

ቅዱስ ፡ ቁርኣን ።

ነጃሺ አሳታሚ ድርጅት

☎ 765027, 577357/90 ☒ 577391 ☒ 50514

e-mail nejashi@ethionet.et

አዲስ አበባ



አንደኛ እትም 1961
ሁለተኛ እትም ሚያዝያ 1997

መግቢያ

የመጽሐፍ ዝግጅት እጅግ በጣም አድካሚና ከፍተኛ ጥንቃቄን የሚጠይቅ ሥራ ነው። ይልቁንም የሰው ልጆች ሥጋዊና መንፈሳዊ ሕይወታቸውን ይመሩበት ዘንድ አስፈላጊ የሆነው መለኮታዊ ድንጋጌ፣ ግላዬ፣ ማስጠንቀቂያና ብሥራት እንዲሁም የሩቁና የቅርብ ባለም ጥልቅ ምስጢራትና የፍጥረታትን እውብ ድንቅ አፈጣጠር አካትቶ የያዘውን እንደ ቅዱስ ቁርኣን ያለ አምላካዊ ቃል፣ በነቢዩ ሙሐመድ (ሶ.ዐ.ወ) ላይ ከተወረደበት የዐረብኛ ቋንቋ ወደ አማርኛ ቋንቋ ተርጉሞ ለሕትመት ማብቃት ምንኛ ከባድ እና ብርቱ ጥንቃቄን የሚሻ እንደሆነ መገንዘብ አያዳግትም።

በኢትዮጵያ አቆጣጠር ሐምሌ 18 ቀን 1958 ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ፊት ቀርበው ቅዱስ ቁርኣንን በአማርኛ ተርጉመው ለሕትመት ያበቁት ዘንድ ትእዛዝ የተቀበሉት የዚህ ቅዱስ ቁርኣን ተርጓሚዎች ሥራው ምን ያህል በጥልቅ እውቀት፣ በጥልቅ ስሜትና በከፍተኛ ጥንቃቄ እንዳከናወኑት ሕያው ሥራቸው ራሱ ይመሰክራል።

ይህ የአማርኛ ቅዱስ ቁርኣን በመቅድሙ ላይ በስም በተጠቀሱት መ-ሰሊም ሊቃውንት ተተርጉሞና ከተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች በተመረጡ ሊቃውንት ታርሞ በዋና ተርጓሚዎቹ ሸሀ ሰይድ ሙሐመድ ሳቢቅ እና በሐጅ ሙሐመድ ሣኒ ሐቢብ (አላህ የቡ ሥራ ምንዳቸውን ይክፈላቸው) ተጠባባቂነትና አራሚነት በአርቲስቲክ ማተሚያ ቤት የታተመው በ1961 ነው። ነገር ግን ሕትመቱ ከተጠናቀቀ በኋላ በወጡ ተጠርዞ ለተጠቃሚው የኢትዮጵያ መ-ሰሊም ኅብረተሰብ የተሠራጨው እጅግ በጣም ጥቂት ቅጅ ብቻ ነበር። ይልቁንም ቁጥራቸው ከሃያ ሺህ የማያንስ እንደነበር የሚገመት የዚህ የአማርኛ ቅዱስ ቁርኣን ያልተጠረዙ ቅጂዎች በማተሚያ ቤቱ መጋዘን ውስጥ እንደተከመሩ ከሃያ አምስት ዓመት በላይ አስቆጥረው ነበር።

ከትርጉም ሥራውና ከእርማቱ ባሻገር የሕትመት ሂደቱን ጨምሮ ከሁለት ዓመት ላላነሰ ጊዜ ተደክሞበት በ1961 ለመጨረሻው ሕትመት የበቃው የቅዱስ ቁርኣን የአማርኛ ትርጉም በሰፊው ላለመሠራጨቱ ከአጼው እና ከደርግ ሥርዓት አንጻር ሁለት አቢይ ምክኒያቶችን በእርግጠኝነት መጥቀስ ይቻላል። ከአጼ ኃይለ ሥላሴ አንጻር ንጉሠ

ነገሥቱ ቅዱስ ቁርኣን በአማርኛ እንዲተረጉም ያዘዙት ለመላው የኢትዮጵያ ሙስሊም ሕዝብ በማሰብ ሳይሆን በሰሜን አፍሪካም ሆነ በመካከለኛው ምሥራቅ የሚገኙ የኢሰላም መንግሥታትን ወዳጅነት ለማግኘት ከሚል ዲፕሎማሲያዊ ዓላማ በመነጨ ብቻ በመሆኑ ነው። ይህንንም ሐቅ በትርጉም ሥራው ውስጥ ተካፋይ የነበሩት ሐጅ በሽር ዳውድ መስክረዋል። ይልቁንም የአፄ ኃይለ ሥላሴ ሥርዓተ መንግሥት የአማርኛ ቅዱስ ቁርኣን ይቅርና በዐረብኛ ቋንቋ የተዘጋጁ የእስልምና መጻሕፍት እንኳ የኢትዮጵያን የጠረፍ ድንበር አልፈው እንዳይገቡና ሙስሊሙ እንዳይነቃ ጥብቅ ትእዛዝ ያዘለ ቀላጤ ለየጠረፍ አገሩ አስተዳዳሪዎች ያስተላለፉት ቀን ይፋ ያወጣቸው ሠነዶች ያረጋገጡት ሐቅ ነው።

የደርግ ሥርዓትም ከአፄው ሥርዓት የተሻለ መስሎ ለመታየት፣ የሙስሊሞች ሃይማኖታዊ በዓላትን ብሔራዊ በዓል አድርጎ ማወጅን የመሰሉ ጥቂት እርምጃዎችን ከመውሰዱ በስተቀር የእምነት ነፃነትን የሚያከብር፣ ሃይማኖታዊ እውቀትና ትምህርትን በጽሑፍ ማሠራጨትን መፍቀድ ቀርቶ በአፄው የአካባቢ ሁኔታዎች አስገዳጅነት የታተመውን ቅዱስ ቁርኣን እንዲቃጠል አዞ ነበር። ለአሥራ ሰባት ዓመታት በዘለቀው የደርግ አገዛዝ ዘመን ለሕትመት የበቁት የእስልምና ማስተማሪያ መጻሕፍት ግማሽ ደርዘን እንኳ የማይሞሉ መሆናቸው ለዚህ በቂ ማስረጃ ነው።

በኢትዮጵያ በደርግ ሥርዓት ውድቀት ማግስት የሃይማኖቶች እኩልነትና የእምነት ነፃነት ከቀደሙት ሥርዓቶች ጋር ሊነጻጸሩ በማይችል ደረጃ የተከበረበት ሁኔታ በመፈጠሩ፣ በ1984 ነጃሺ ኢሰላሚክ አሳታሚ ድርጅት በአገሪቱ የመጀመሪያው ሕጋዊ ኢሰላማዊ አሳታሚ ድርጅት ሆኖ ሊቋቋም ችሏል። ድርጅቱ ኢሰላማዊ ትምህርትና እውቀትን በአገር ቋንቋዎች በሕትመት እያዘጋጀ በማሰራጨት የሙስሊሙን ኅብረተሰብ ሃይማኖታዊ እውቀትና እሴት በማጎልበት ዓላማ ሁለት ዓመት ገደማ እንደተንቀሳቀሰ (በ1986 መጨረሻ አካባቢ) አርቲስቲክ ማተሚያ ቤት ከ25 ዓመት በፊት ያተመውን የአማርኛ ቅዱስ ቁርኣን በግልጽ ጨረታ ለሽያጭ አቀረበ። ነጃሺ ኢሰላሚክ አሳታሚ ድርጅት በጨረታው ላይ ተሳትፎ የቅዱስ ቁርኣኑን የሽያጭ ጨረታ በማሸነፍ ባለበት ሁኔታ ገዝቷል። የአማርኛውን ቅዱስ ቁርኣን በነበረበት ሁኔታ ሲገዛ አቢይ ዓላማ ያደረገው የቁርኣኑ ተጠቃሚ ይሆን ዘንድ ለታለመው ኅብረተሰብ በስፋት ማሠራጨት ነው። በመሆኑም ላለፉት

አሥር ዓመታት በተቻለ መጠን ደረጃውን በጠበቀ መልኩ ለተጠቃሚው አቅርቧል።

ከዚህ በተጓዳኝ ነጃሺ ኢሰላሚክ አሳታሚ ድርጅት በ1961 የአማርኛው ቅዱስ ቁርኣን ባለፈበት የሕትመት ሂደት የተፈጠሩበትን በርካታ (የፊደላት ግድፈትን የመሰሉ) እንከናችን በሥራው ባሕሪ ለማስተዋል የቻለ ከመሆኑም ባሻገር ቅጅዎቹን ገዝተው ከሚጠቀሙ አንባቢዎችም የተለያዩ የሕትመት ጉድለት ጥቆማዎች ደርሰውታል። እነኚህ ግድፈቶች በዋናዎቹ ተርጓሚዎች ተነቅሰው ወጥተው በመጀመሪያው ቅጅ የመጨረሻ ገጾች የግድፈት ማረሚያ ላይ ከተካተቱት ተጨማሪ በነጃሺ ኢሰላሚክ አሳታሚ በተለያዩ ጊዜያት ለተሰበሰቡት ለእነዚህ ግድፈቶች ተጨማሪ የግድፈት ማረሚያ አትሞ ከጥራዙ ጋር በማያያዝ ሲያሰራጩባቸው ቆይቷል።

በ1961 በታተመው የአማርኛ ቅዱስ ቁርኣን ላይ ከበርካታ ተጠቃሚዎች የተሰነዘረው ሌላው አስተያየት ለገጽ፣ ለጁዝእ (ክፍል)፣ ለሱራ (ምዕራፍ) እንዲሁም ለአያ (አንቀጾች) መለያነት ጥቅም ላይ ውሎ የነበረው የግዕዝ ቁጥሮች ላይ ያተኮረ ነው። የግዕዝ ቁጥሮች በዛሬው ዘመን የአገራችን ኅብረተሰብ እጅግም አይታወቅም። ይህም ሁኔታ በዐረብኛም ሆነ በእንግሊዝኛ ቋንቋ በተዘጋጁ የእስልምና ትምህርት መጻሕፍት ላይ ከሚጠቀሱ የቁርኣን አንቀጾች በመነሻነት የአማርኛውን ቅዱስ ቁርኣን ለማጣቀስ የሚደረጉ ጥሪዎችን አዳጋች እንዳደረገው ለመረዳት ተችሏል።

ይህ የቅዱስ ቁርኣን የአማርኛ ትርጉም ከዚህ በላይ የተጠቀሱትን ሁለት አበይት ችግሮች ለመፍታት፡- 1ኛ ከፊደል ግድፈት እርማት አኳያ ከዚህ ቀደም ከተሠራው ሥራ ለየት የሚለው አዲስ ነገር የግድፈት ማረሚያዎቹን ከጥራዙ በስተመጨረሻ በሰንጠረዥ ከማካተት ይልቅ ግድፈት ያለበትን ቃል እዚያው በሚገኝበት ሥፍራ ላይ በትክክለኛው ቃል የተተካ ሲሆን፡- 2ኛ የግዕዝ ቁጥሮችም በዚህ መልክ በመላው ሕዝብ በስፋት በሚታወቁት የዐረብኛ አጋዞች ተተክተዋል።

በ1961 ትርጉም ላይ ምዕራፍ 26 (ሱራቱል ሹዓራእ) በሕትመት ስህተት ተዘልሎ የነበረውን አንቀጽ 33 በተለየ ወረቀት ላይ በማተም ከአንቀጽ 32 በመቀጠል እንዲነበብና 'ካአንቀጽ 34 ጀምሮም እስከ

ምዕራፉ መጨረሻ አንድ አንድ ቁጥር እየተጨመረ እንዲነበብ የሚገልጽ ማሳሰቢያ የነበረበት ሲሆን፤ ይህ አንቀጽና ማሳሰቢያው የሰፈረበት ገጽ ተቀዶ ቢጠፋ እርማቱም አብሮ የሚጠፋ መሆኑን በማስተዋል የተዘለለውን የሱሪቱል ሹዓራእ 33ኛ አንቀጽ በቦታው አስገብተን አንቀጾቹንም ተራ ቁጥሩ በማሳሰቢያው ላይ በተጠቀሰው መሠረት አስተካክለንዋል።

ከዚህ ውጭ አገራችን ባፈራቻቸው ምርጥ ዓሊሞች ከ1958 እስከ 1961 ባለው ጊዜ ውስጥ በተተረጉመው የአማርኛ ቅዱስ ቁርአን ላይ የተጨመረም ሆነ የተቀነሰ አንዳችም ነገር የለም። የቅዱስ ቁርአን የ1961 የአማርኛ ትርጉም የራሱ የሆነ ወጥ የአተረጎም ሥልት፣ የቋንቋ ምጥቀትና ጥልቀት ያለው እንደመሆኑ ሥራውን ላከናወነት ታላላቅ ዓሊሞቻችን የመልካም ሥራቸውን ምንዳ እንዲከናወኑ አላህን እንለምነዋለን። የሥራቸውም ፍሬ ተጠቃሚዎች ለመሆን ያብቃን።

ይህ የቅዱስ ቁርአን የትርጉም ሥራ የተከተለው የቃል በቃል የአተረጎም ስልት በመሆኑና ትንታኔም የሌለው በመሆኑ በርካታ አንባቢያን ትንታኔ ያለው የትርጉም ሥራ እንዲሠራ ባቀረቡት ሐሳብ መነሻነት ነጃሺ ኢስላሚክ አሳታሚ ድርጅት አዲስ የትርጉም ሥራ አቅርቧል። ይኸው በአቶ ሐሰን ታጁ ዋና ተርጓሚነት በአቶ ኢድሪስ ሙሐመድ ረዳት ተረጓሚነትና ኤዲተርነት የተዘጋጀው የቁርአን ትርጉም ሥራው በ1991 ተጀምሮ 1997 የተጠናቀቀ ሲሆን በ11 ጥራዝ ታትም ለአንባቢያን ቀርቧል። የዚህ ትርጉም ሥራ ሰፊ የግርጌ ማስታወሻና ማብብሪያ ያለው ሲሆን ከአማርኛው ትርጉም ጉን ለጉን የዐረብኛውን ቁርአን አካቷል። ይህን በ11 ጥራዝ የቀረበውን የቅዱስ ቁርአን ትርጉም አባሪ በመጨመር በአንድ ጥራዝ የማውጣት ዕቅድ ያለን ሲሆን አላህ ይህንን እንዲያሳካልን እንለምነዋለን።

ነጃሺ ኢስላሚክ አሳታሚ ድርጅት

መ ቅ ድ ም ።

ቁርአን፣ በማንበቡ፣ የሚጸለይበት፣ ያለፈው፣ ታሪክና፣ የጊዜው፣ ድርጊት፣ መጪውም፣ ተንቢት፣ የተጠቀሰበት፣ ለሰው፣ ልጆች፣ ለሥጋዊና፣ ለመንፈሳዊ፣ አስፈላጊው፣ ሐገ፣ የተደነገገበት፣ የወዲያኛው፣ ዓለም፣ ጽድቅና፣ ኩነት፣ ዝርዝር፣ የተገለጸበት፣ የታላላቅቹ፣ ነቢ ያተ፣ የሃይማኖት፣ ጥርሪ፣ (ስብከት)፣ የተነገረበት፣ በሀገገሩ፣ ጠቅላላነትና፣ በዐረፍተ፣ ነገሩም፣ ለሰክክ፣ ስድም፣ ቀዳም፣ ሳይሆን፣ ለየምዕራፎቹ፣ የተለያዩ፣ ተመሳሳይ፣ የሆኑ፣ ዜማዊ፣ ማሳረፊያዎች፣ ያሉት፣ ሰዎችም፣ ጋኔኖችም፣ ሁሉ፣ ቢተባበሩም፣ እንኳ፣ ከምዕራፎቹ፣ የአንዲቱንም፣ ምዕራፍ፣ ተመሳሳይ፣ ለማምጣት፣ ፈጽሞ፣ አይችሉም፣ በማለት፣ በሌሊት፣ ጉዞና፣ በላም፣ በዩናይት፣ ምዕራፎች፣ ውድድር፣ የተደረገበት፣ በነቢዩ፣ ሙሐመድ፣ ላይ፣ የተወረደ፣ አምላካዊ፣ ቃል፣ ነው፣ እንጂ፣ ማንበብና፣ መጻፍ፣ የማይውቀው፣ ነቢይ፣ ቃል፣ አይደለም።

ተመሳሳዩን፣ ለማምጣት፣ አይቻልም፣ በማለት፣ ውድድር፣ የተደረገው፣ በዐረብኛው፣ ለነገር፣ በመሆኑ፣ በሌላ፣ ቋንቋ፣ ሲተረጎም፣ ታምርነቱ፣ ይቀነሳል፣ በማለት፣ ከእስላም፣ ሊቃውንት፣ ከፊሎሎ፣ መተርጉሙ፣ ክልክል፣ ነው፣ ይላሉ።

እርግጠኛው፣ ነገር፣ ትርጉም፣ ሁለት፣ ዓይነት፣ ነው፣ ለአንዱ፣ ቃል፣ በቃል፣ ትርጉም፣ ሲሆን፣ ሁለተኛው፣ ፍቺውን፣ መተርጎም፣ ነው፣ ለየቋንቋው፣ የተለያየ፣ ባህል፣ ስላለው፣ በዐረብኛው፣ አቀማመጥ፣ ተራ፣ ቃል፣ በቃል፣ መተርጎሙ፣ ሙሉ፣ ስሜት፣ ስለማይሰጥ፣ ክልክል፣ ቢሆንም፣ ፍቺውን፣ መተርጎም፣ አይከለክልም።

ለመጀመሪያ፣ ጊዜ፣ ርበርት፣ ኪኒት፣ Robert Kennet በ1ኛኛ፣ 143፣ ዓ፡ ል፣ በላቲን፣ ቋንቋ፣ ተርጉምታል፣ ከዚህም፣ በኋላ፣ የምሥራቅን፣ ባህል፣ የመረመሩት፣ ምዕራባውያን፣ በፈረንሳይና፣ በእንግሊዝ፣ በጆርመን፣ በእስፓን፣ በሊጣሊያ፣ በግሪክ፣ በፖርቹጊስ፣ በሆላንድ፣ በስዊድን፣ በሩስያ፣ ቋንቋዎች፣ ተርጉመውታል፣ በኢራን፣ በህንዱስታን፣ በፓክስታን፣ በጃፓን፣ በቱርክ፣ እንዲሁም፣ በዕብራይስጥ፣ በሌሎችም፣ ቋንቋዎች፣ ተተርጎሟል።

ለብዛኛዎቹ፣ ትርጉሞች፣ ተክክል፣ ባለመሆናቸው፣ የአዝዣር፣ የቪቨርሲቲ፣ የባላይ፣ መሪ፣ በ1936፣ ዓ፡ ል፣ ስከተቱን፣ ለማስወገድ፣ በሙሰሊም፣ ሊቃውንት፣ መተርጎም፣ ያስፈልጋል፣ ሲሉ፣ አትተዋል፣ ገሚሶቹ፣ የቁርአን፣ ታምራተነት፣ በዐረብኛው፣ አነገር፣ በመሆኑና፣ ዐረብኛም፣ የእስልምና፣ ምልክት፣ በመሆኑ፣ በሌላው፣ ቋንቋ፣ መተርጎሙ፣ ክልክል፣ ነው፣ ቢሉም፣ ለብዛኛዎቹ፣ ፈቃደውታል፣ በካይሮም፣ በዐማንም፣ የተሰበሰበው፣ ሙሰሊም፣ ሊቃውንት፣ ዓለም፣ አቀፍ፣ ጉባሊ፣ ተስማምተበታል።

ኢትዮጵያ፣ ልጆቿን፣ በመካከላቸው፣ ልዩነት፣ ሳታደርግ፣ ለፍቅራና፣ ለስተባብራ፣ ከመኖሯ፣ በላይ፣ እንግዶችንም፣ ቢሆን፣ በአክብሮት፣ ተቀብላ፣ የምታስተናገድ፣ አገር፣ መሆኗ፣ የታወቀ፣ ነው፣ ነቢዩ፣ ሙሐመድ፣ በ610፣ ዓ፡ ል፣ በተነሱ፣ ጊዜ፣ ነገዶቻቸው፣ ተከታዮቹን፣ ስለአሠቃዩዎቸው፣ «ሐበሻ፣ (ኢትዮጵያ)፣ የእውነት፣ አገር፣ ናት፣ በውስጧም፣ ሰውን፣ የማይበድል፣ እርሱም፣ ዘንድ፣ አንድም፣ የማይበደል፣ ንጉሥ፣ አለፍ፣ ወደዚያ፣ ብተኼዱ፣ መልካም፣ ነው።» በማለታቸው፣ በመጀመሪያ፣ በ615፣ ዓ፡ ል፣ የነቢዩ፣ ሲት፣ ልጅና፣ ሽሊ

ፋው፡ ሁሰማን፤ የሉቃስ፡ ልጅ፡ ጳውሎስ፡ የሚገባቸው፡ 16፡ ስደተኞች፤ ግንባራዎች፡ ከመታ፡ በላይ፡ የሚሆኑ፡ የሃይማኖት፡ ጥገኞች፡ ወይ፡ ሊተዮሱድ፡ ገብተው፡ 15፡ ዓመት፡ በመልካም፡ ጥገኝነት፡ ተቀምጠዋል ።

ጠላተኞቻቸውም፡ ስደተኞቹ፡ ተይዘው፡ እጃቸው፡ እንዲመለስላቸው፡ ቢጠይቁ፡ ንጉሠ-ገንዘብ፡ ያላጠፉ፡ ነፍስ፡ ያልገደሉ፡ መኾናቸውን፡ ለጣርተ፡ ለሳልሬ፡ ለልባምም፡ በማለቱ፤ ጥገኛን፡ ለሳልሬ፡ ያለመስጠት፡ ሕገ፡ ከሊተዮሱድ፡ ንጉሥ፡ ተጀመረ፡ እንደሚባል፡ ነቢዩ፡ ሙሐመድም፡ ለተከታዮቻቸው፡ «ሐበሾችን፡ (ሊተዮሱድ-ደዎዳችን)፡ ካልወጡ ችሁ፡ ለተውጥባቸው፡» ማለታቸው፡ ይነገራል። ንጉሡም፡ ድርብ፡ ምንጭ፡ ያለው፡ ጻድቅ፡ ንጉሥ፡ መኾኑ፡ በቁርኣን፡ በ370፡ 199፡ ለንቀጽ፡ በ28 ም. 52-54፡ ለንቀጽ፡ ተገልጿል።

ቁርኣን፡ ሐድሮ፡ በኾኑት፡ ቋንቋዎች፡ ሁሉ፡ የተተረጉሙ፡ ጥቅስ፡ ብዙ፡ በመኾኑ፡ ታላቁ፡ መሪዎችን፡ ገርማዊ፡ ቀዳማዊ፡ ኃይለ፡ ሥላሴ፡ ንጉሠ፡ ነገሥት፡ ከሊተዮሱድ፡ ሙሐሲም ዜጎቻቸው፡ ሃይማኖታቸውን፡ በቋንቋቸው፡ እንዲማሩ፡ ለማድረግና፡ የሃይማኖትም፡ ነጻነት፡ የሚታመንበት፡ በመኾኑ፡ መልካም፡ ፈቃዳቸው፡ ጥና፡ ሐምሌ፡ 18፡ ቀን፡ 1958፡ ዓ. ም. (በ25፡ 7፡ 1966፡ ዓ. ል.) በክቡር፡ ዶክተር፡ ምናሴ፡ ኃይሌ፡ ለማካይነት፡ ቀርቦን፡ በሌላጣር፡ እንድንተረጎመው፡ ስላዘዙን፡ ከሥራ፡ ለምስት፡ ወርች፡ በማይበልጥ፡ ጊዜ፡ ውስጥ፡ ተርጉመዋል። የገርማዊ፡ ጳጳሪ፡ ተላዛዝ፡ ከገቡ፡ እንዲደርስ፡ ክቡር፡ ዶክተር፡ ምናሴ፡ ኃይሌ፡ ሥራው፡ እንዲቃና፡ ያደረጉት፡ ድካምና፡ የፈጸሙት፡ ቀን፡ ለገልገሉት፡ ለሁልጊዜም፡ የማይረሳ፡ ነው። የተረጉምነውም፡ ከዚህ፡ በሚከተለው፡ ለጻጸን፡ ነው ።

1ኛ፡ የሌላጣርኛና፡ የዐረብኛ፡ ቋንቋዎች፡ በጣም፡ የተቀራረቡ፡ በብዙ፡ ቃላት፡ ቤት፡ ደም፡ ነፍስ፡ ዐፈር፡ ፈረስ፡ ዐንባሳ፡ እነዚህን፡ በመሳሰሉ፡ ቃላትና፡ በገሥ፡ ለረባብም፡ የሚመሳሰሉ፡ ቋንቋዎች፡ ቢኾኑም፡ በሌላጣር፡ ስልታቸው፡ የተለያዩ፡ በመኾናቸው፡ ባለቤትን፡ ከገሥ፡ ማስቀደምን፡ በመሰለ፡ በጠቀላላው፡ በዐረብኛ፡ ነገር፡ ለቀባባርም፡ የሌላጣርኛውን፡ ባህል፡ ተከትለናል ።

2ኛ፡ ዐረብኛው፡ በሌላጣርኛ፡ ተውላጠ፡ ስም፡ መድረሻ፡ ላይ፡ ለገናዛቢ፡ ለጸፋ፡ ስለሚያስገባ፡ ደህ፡ በሚለው፡ ላይ፡ ይሃችሁ፡ በሚለው፡ ዓይነት፡ የዐረብኛውን፡ ጠባይ፡ ተከትለናል ።

3ኛ፡ በዐረብኛው፡ ለነገር፡ ውስጠ፡ ታዋቂ፡ ጥና፡ ሳለ፡ በሌላጣርኛው፡ መገለጽ፡ በሚያስፈልገው፡ ላይ፡ የቁርኣን፡ ስላቸው፡ በሰጡት፡ ፍች፡ መሠረት፡ ገልጸን፡ በቀን፡ ለጥሪዋል፡ ስላቸው፡ ሊቃውንት፡ በሚለያዩበት፡ ሁሉ፡ ለሁሉም፡ ተስማሚ፡ በኾነ፡ ቃል፡ ተርጉመዋል። በሌላጣርኛ፡ ስፍራ፡ ላይ፡ ሐሳቡ፡ ገልጽ፡ ያልኾነውን፡ በቀጥር፡ እያወጣን፡ በሕጻን፡ ላይ፡ ለብራርተዋል፡ በተቻለን፡ መጠን፡ ነጠላውን፡ በነጠላ፡ ብዙውን፡ በብዙ፡ ስሙን፡ በስም፡ ግሠን፡ በገሥ፡ ለመተርጉም፡ ሞክረናል ።

4ኛ፡ ገባ፡ የሚለው፡ ገሥ፡ በሌላጣርኛ፡ ገቢርና፡ ተገብር፡ በመኾኑ፡ ወላዋይ፡ ገሥ፡ ሲኾን፡ በቁርኣን፡ ውስጥ፡ ገቢር፡ ብቻ፡ ጥና፡ ስለሚገኝ፡ ይህንኑ፡ ተከትለናል ።

5ኛ፡ እኛ፡ የሚለው፡ ቃል፡ በዐረብኛው፡ ሕገ፡ ከብዙዎች፡ ጋር፡ ጥና፡ ለሚናገር፡ ወይም፡ ነፍሱን፡ ለክባሪ፡ ለኾነ፡ ነጠላ፡ ስለ፡ ኾነ፡ ብዙውን፡ ጊዜ፡ ንጉሥች፡ እኛ፡ እያሉ፡

እንደሚጠቀሙበት፡ ለምሳክም፡ ስለ፡ ነፍሱ፡ በነጠላ፡ እንደሚናገር፡ በብዙም፡ ቃል፡ እኛ፡ ፈጠርናችሁ፡ እኛ፡ ቁርኣንን፡ ለወረድነው፡ እኛም፡ ጠባቂዎቹ፡ ነን፡ ሲል፡ ይናገርበታል። ይህም፡ ለንድነቱን፡ ለይቃወምም ።

6ኛ፡ ሐተታው፡ እንዳይሰለች፡ ለነገርን፡ ለማለቀው፡ (ሊልቲፋት)፡ መገለጫም፡ የሚባለው፡ ለነገር፡ በዐረብኛ፡ ተውዳጅና፡ የሚያነቃቃ፡ ስለኾነ፡ በቁርኣን፡ ውስጥ፡ በብዛት፡ ይገኛል። ይህም፡ በሌላጣርኛ፡ ወይም፡ በሁለተኛ፡ ወይም፡ በሦስተኛ፡ መደብ፡ ሲያተት፡ ከሌላው፡ መደብ፡ ወይ፡ ሌላው፡ ለዛውሮ፡ ማተት፡ ነው ። ለምሳሌ፡ በ270፡ 57፡ ለንቀጽ፡ ላይ፡ በናንተ፡ ላይ፡ ደመናን፡ ለጠለልን፡ በናንተም፡ ላይ፡ መናን፡ ለወረድን፡ እኛን፡ ለልበደሉንም፡ ገን፡ ነፍሶቻቸውን፡ ይበድሉ፡ ነበር፡ ሲል፡ ከሁለተኛ፡ ወይ፡ ሦስተኛ፡ ተዛውሯል። በ3፡ 195፡ ላይ፡ ከናንተ፡ ከወንድም፡ ከሴትም፡ የሠራን፡ ሥራ፡ ለላጠፋም፡ ሲል፡ ጌታቸው፡ ተቀብላቸው፡ እነዚያም፡ የተሰደዱ፡ ከነሱ፡ ኃጢአተኞቻቸውን፡ ለብብሳላሁ፡ ሲልም፡ ከሦስተኛ፡ ወይ፡ ለንደኛ፡ ተዛውሯል። ከሦስተኛ፡ ወይ፡ ለንደኛ፡ በመዛወርም፡ በ20፡ 53፡ ላይ፡ እርሱ፡ ያ፡ ከሰማይ፡ ውሃን፡ ያወረደ፡ ነው፡ በርሱም፡ ከተለያዩ፡ በቃይ፡ ዐይነቶች፡ ለወጣንላችሁ፡ ይላል። ምሳሌዎችም፡ በሚያደርጋቸው፡ ነገሮች፡ ለስተያየቱ፡ ጥልቅ፡ በመኾኑ፡ ለጥብቅ፡ መመልከትን፡ ይጠይቃል ።

7ኛ፡ ቁርኣን፡ 114፡ ሱራዎች፡ (ምዕራፎች)፡ 6ሺሕ፡ 236፡ ለያተ፡ (ለንቀጾች)፡ ለልሱት፡ በየወሩ፡ ለመነበብ፡ እንዲቻልም፡ ተክክል፡ ጥና፡ በ30 ጁከእ፡ (ክፍል)፡ ተክፍሏል። ሱራህ፡ መሠረተ፡ ፍቼ፡ ከፍ፡ ያለ፡ ምድር፡ ወይም፡ ክፍታ፡ ያለው፡ የከተማ፡ ለጥር፡ ሲኾን፡ ከቁርኣን፡ ክፍሎች፡ ዐዋቂዎቻቸው፡ ክፍታ፡ ለሚኖረው፡ ልዩ፡ ልዩ፡ ክፍሎች፡ ስም፡ ጥናል፡ ለያተ፡ ማለትም፡ ምልክት፡ ወይም፡ ታምር፡ ማለት፡ ሲኾን፡ ዐረፍተ፡ ነገር፡ ለያዘ፡ ማረፊያ፡ ወይም፡ ቀጥር፡ ስም፡ ተደርጓል። በሌላጣርኛ፡ ሌላ፡ ተርጉም፡ ስላጣንላቸው፡ ሱራን፡ በምዕራፍ፡ ለያተን፡ በአንቀጽ፡ ተርጉመናል። ረዥሙ፡ የላም፡ ሱራ፡ 286፡ ለያተ፡ ሲኖረው፡ ከሦስት፡ ለያተ፡ ያነሰ፡ ሱራ፡ የላም፡ የቁርኣን፡ ሱራዎች፡ ለብዛኛዎቹ፡ የዘረፉ፡ የሌሊት፡ ጉዞ፡ የርም፡ የጣሃ፡ የያሲን፡ ምዕራፎች፡ የተባሉት፡ በመክፈቻቸው፡ ወይም፡ በመጀመሪያቸው፡ በሚገኘው፡ ቃል፡ ተሰይመዋል፡ ጥቂቶቹ፡ ደገሞ፡ 35፡ የሚኾኑት፡ በውስጣቸው፡ በተነገረው፡ ቃል፡ ተጠርተዋል። የላም፡ ምዕራፍ፡ ከ66፡ ቀጥር፡ በኋላ፡ የሚምራን፡ ቢተሰብ፡ ከ32፡ ቀጥር፡ የማእድ፡ ምዕራፍ፡ ከመታ፡ ዐሥር፡ ቀጥር፡ በኋላ፡ በተነገረው፡ ቃል፡ ተጠርተዋል። የአንቀጾች፡ ቀጥር፡ በዐረብኛው፡ በመድረሻው፡ ላይ፡ ሲሆን፡ እኛ፡ በመነሻው፡ ለድርገታል። የክፍሎቹንም፡ ምልክት፡ ለምስት፡ ማለት፡ ያላቸው፡ ሦስት፡ ከዋክብት፡ ለድርገናል ።

8ኛ፡ ቁርኣን፡ ሁለት፡ ለወራረድ፡ ለለው፡ መጀመሪያ፡ ከተጠበቀው፡ ስሌት፡ በቀር ቤቱ፡ ሰማይ፡ ወደሚገኘው፡ ወይ፡ ልቀናው፡ ቤት፡ በረመዳን፡ ወር፡ በከፍተኛይቱ፡ ሌሊት፡ በላንድ፡ ጊዜ፡ ለጂብራል፡ ወርደል፡ የመጽሐፉም፡ ተራ፡ ለቀማመጥ፡ በዚሁ፡ ዓይነት፡ ነው ።

ሁለተኛው፡ ለወራረድ፡ ለጂብራል፡ ለማካይነት፡ በነቢዩ፡ ሙሐመድ፡ ላይ፡ በ23፡ ዓመታት፡ ውስጥ፡ እንደ፡ ለስፈላጊነቱ፡ እየተከፈለ፡ ነው። በዚህ፡ መሠረት፡ መካዊና፡ መዲናዊ፡ በመባል፡ ተክፍሏል። ክፍያውም፡ ጊዜን፡ እንጂ፡ ስፍራን፡ ለይመለከትም፡ መካዊ፡

ጭባሎ፣ ከነቢዩ ስደት፣ በሬት፣ የወረደው ሲኾን፣ መዲናዊ፣ የሚባለው፣ በመካም፣ ሲኾን፣ ከነቢዩ ስደት፣ በኋላ፣ የወረደው፣ ነው፣ የሚሉትን፣ ተከትለናል ።

ቁርኣን፣ በብረናም፣ በሰሌዳም፣ በአጥንትም፣ በሰሊንም፣ በስስ፣ ድንጋዎችም፣ ላይ፣ የአደቶች፣ ተራ፣ ተጠብቆ፣ ተጽፎ፣ በነቢዩ ቤት፣ ይቀመጥ፣ ነበር፤ ብዙዎች፣ ምእምናች፣ በቃላቸው፣ አጥንተውት፣ ሲኖሩ፣ ከነቢዩ ለረፍት፣ በኋላ፣ በ12ኛው፣ ዓመተ፣ ስደት፣ በየመሣሪያው፣ በተደረገው፣ ጦርነት፣ በቃላቸው፣ ካጠኑት፣ ብዙዎች፣ ስለ፣ አለቁ፣ እንዳይጠፋ፣ በመስጋት፣ በውመር፣ አልኸጣብ፣ አስታዋሽነት፣ አቡበክር፣ አልሲዲቅ፣ ዘይድ፣ ሣቢትን፣ አዘው፣ ጽሑፎቹንና፣ በቃል፣ ያጠኑትን፣ እያመሳከረ፣ የአደቶችን፣ ተራ፣ ጠብቆ፣ ከአንድ፣ ዓመተ፣ በመደበልጥ፣ ጊዜ፣ ውስጥ፣ በአንድ፣ ጥራዝ፣ ሰበሰበው፣ ስም፣ አውጡሉት፣ ተብሎ፣ ገሚሶች፣ ሲኖር፣ ይባል፣ ቤሉ፣ ይህ፣ የአይሁድ፣ አጠራር፣ መኾኑን፣ ጠልተው፣ የሐበሻ፣ (ኢትዮጵያ)፣ ሰዎች፣ መሰሉን፣ መጽሐፍ፣ ይሉታል፣ በማለት፣ መጽሐፍ፣ ብለው፣ ጠሩት፣ ማለትን፣ ኢትቃን፣ በ 1:89 ፣ ገጽ፣ ላይ፣ ያስረዳል ።

ዳግመኛ፣ ኸሊፋ፣ ዑስማን፣ በ25ኛው፣ ዓመተ፣ ስደት፣ ባነባበቡ፣ ግጭት፣ ስለተገኘ፣ በአራት፣ የቁርኣን፣ ሊቃውንት፣ በተከናወነ፣ ገባሌ፣ የቃላቱን፣ አጻጻፍ፣ ያለነጥብ፣ ለየን ባቡ፣ ተስማሚ፣ አድርገው፣ በመጀመሪያው፣ አወራረድ፣ መሠረት፣ የሱራዎቹንም፣ ተራ፣ ጠብቀው፣ ሰበሰቡት፣ ኸሊፋውም፣ በአምስት፣ ኮፒዎች፣ አስጽፎ፣ አንዱን፣ ለራሱ፣ አስቀርቶ፣ አራቱን፣ ለመካና፣ ለደማስቆ፣ ለበስራ፣ ለኩፋ፣ ከተሞች፣ ልክ፣ ማንኛውም፣ ሰው፣ ከነዚህ፣ ብቻ፣ እንዲገለበጥ፣ አድርጎ፣ የቀረውን፣ ስለ፣ አቃጠለው፣ ቁርኣን፣ አንድነቱን፣ ጠብቆ፣ ይኖራል፣ እስከ፣ አሁን፣ ምንም፣ መለዋወጥ፣ አልደረሰበትም ።

9ኛ፣ በመካከ፣ ከወረዳት፣ 27ኛ፣ በመዲና፣ ከወረዳት፣ ሁለቱ፣ በጠቅላላው፣ 29ኛ፣ ሱራዎች፣ በማሳጸረ፣ ቃላት፣ ተጀምረዋል ። በዐረብኛ፣ መሠረት፣ ቃላት፣ ከአምስት፣ ፊደላት፣ ስለማይበልጥ፣ እነዚህም፣ ቃላት፣ እስከ፣ አምስት፣ በሚደርሱ፣ ፊደላት፣ ተቀናብረዋል ። ዐረብኛ፣ ቀርጾቸው፣ 13፣ ዐይነት፣ ብቻ፣ ሲኾን፣ ያልተደገገሙት፣ ፊደላት፣ 14፣ በመኾናቸው፣ ከጠቅላላው፣ ከ28፣ ፊደላት፣ ግማሹ፣ ናቸው ።

ናቸው፣ ምን፣ እንደ፣ ኾነ፣ አታቸች፣ ተለያይተውባቸዋል ። ከፊሎች፣ ናቸውን፣ ከአላህ፣ በስተቀር፣ የሚያውቀው፣ የለም፣ የሚሉ፣ ሲኾኑ፣ ሌሎች፣ ከአላህ፣ ስሞች፣ የአንዳንድ፣ ፊደል፣ ጥቀስ፣ ናቸው፣ ይላሉ ። የምዕራፍ፣ ወይም፣ የመጽሐፍ፣ ስሞች፣ ናቸው፣ የሚሉም፣ አልሉ ። ግን፣ አብዛኛዎቹ፣ እንደ፣ አረጋገጡት፣ የቁርኣን፣ አነጋገር፣ አስደናቂ፣ በመኾኑ፣ ብዙዎች፣ ዐረቦች፣ ነቢዩ፣ ሙሐመድ፣ በመልካም፣ ድምጽ፣ ሲያነሱት፣ ተሰብስበው፣ እያዳመጡ፣ በግሣጸው፣ ተሸንፈው፣ ስለ፣ ተከተሉት፣ ከሐዲዎች፣ ድግምት፣ ስለአለበት፣ ይስባቸዳልና፣ አታዳምጡት፣ እያሉ፣ እንዳይሰሙት፣ ይንጫጩ፣ ስለነበረ፣ እነዚህን፣ ማህጸረ፣ ቃላት፣ ባሰጧቸው፣ ቍጥር፣ ምን፣ ዐይነት፣ ንግግሮች፣ ናቸው፣ እያሉ፣ በማሰላሰል፣ ዝም፣ ሲሉ፣ ንባቡን፣ አስከታትለው፣ ብዙዎቹን፣ ያሳመኑባቸው፣ ምስጢረ፣ ቃላት፣ ናቸው፣ ይላሉ ።

10ኛ፣ ከ1 ሺህ፣ 435 ፣ እስከ፣ 1 ሺህ፣ 505 ፣ ዓ ፣ ል ፣ የነበረው፣ ሱዩጢ፣ ኢትቃን፣ በሚባለው፣ መጽሐፍ፣ ቁርኣን፣ በዐረብኛ፣ ቋንቋ፣ የተወረደ፣ ቢኾንም፣ ከዕብራይስጥና፣ ከሮም፣ ከፋርስ፣ አንዳንድ፣ ቃላት፣ አለበት፣ ይላል ። ከዐረብኛ፣ ግሥ፣ መሠረት፣ የሌላቸው፣ ሃይ፣ ስድስት፣ ያክል፣ የሚኾኑ፣ የኢትዮጵያ፣ ቃላት፣ እንዳለበትም፣ ያስረዳል ።

እነሆ ፡

		<u>ከዕብራይስጥ ፡</u>		
ጆሀም ፡	ገሃም ፡ (ሲሉል) ፡	ረቢይ ፡		መምህር ፡
		<u>ከፋርስ ፡</u>		
ሱንዳስ ፡	ስስ ፡ ሐር ፡	ኢስተብረቅ ፡		ወናራም ፡ ሐር ፡
ለባረቅ ፡	ኢብረቆች ፡	ሱራዲቅ ፡		ምድራፍ ፡
ዘንጆቢል ፡	ዘንጅብል ፡			
		<u>ከሮም ፡</u>		
ቂንጣር ፡	ኩንታል ፡	ረቂም ፡		ጽሑፍ ፡
		<u>ከኢትዮጵያ ፡</u>		
ጂብት ፡	ድግምት ፡	ታቡት ፡		ታቡት ፡
ጣዛ ፡	ጸሐይ ፡	ቡርሃን ፡		ብርሃን ፡
ኢብሊስ ፡	ዲያብሉስ ፡	ጣጉት ፡		ጣጉት ፡
ሐዋሪይ ፡	ሐዋሪያ ፡	ሚሐራብ ፡		ምክራብ ፡ (የጸሎት ፡ ስፍራ) ፡
አዋህ ፡	የዋህ ፡	ሚሸካት ፡		መስኮት ፡
ማኢዳ ፡	ማእድ ፡	ኪፍል ፡		ክፍል ፡
በገል ፡	በቅሎ ፡	ፈጠረ ፡		ፈጥጠረ ፡
ሙናሬቅ ፡	ሙናፍቅ ፡	ደምደመ ፡		ደመደመ ፡
ኢብላዊ ፡	ብልዊ ፡ (በትግርኛ) ፡			

ከሚለው፣ የተወሰዱ፣ ናቸው፣ ይላል ። የቋንቋ ፡ መግባባት ፡ የተለመደ ፡ ስለኾነ ፡ የዐረቦችም ፡ ቃላት ፡ ናቸው ፡ የሚሉም ፡ አልሉ ።

1) ፡ ቁርኣን ፡ አዳምን ፡ (አይም) ፡ ሂናክን ፡ (ኢድሪስ) ፡ አብርሃምን ፡ (ኢብራሂም) ፡ ይስሐቅን ፡ (ኢስሐቅ) ፡ ዮሴፍን ፡ (ዮሴፍ) ፡ ኢዮብን ፡ (አዩብ) ፡ ሙሴን ፡ (ሙሳ) ፡ አርንን ፡ (ሃሩን) ፡ ቆሪንን ፡ (ቃሩን) ፡ ኢዮሱን ፡ (አልዮሰ) ፡ (1) ሳሌልን ፡ (ጣሎት) ፡ ጉልደድን ፡ (ጃሎት) ፡ ዳዊትን ፡ (ዳውድ) ፡ ሰሎሞንን ፡ (ሱሎሞን) ፡ ዕዝራን ፡ (ዑዝሮ) ፡ ኢልያስን ፡ (ኢልያስ) ፡ ዮናስን ፡ (ዩኑስ) ፡ ዘካርያስን ፡ (ዘከሪያ) ፡ ዮሐንስን ፡ (ዮሐን) ፡ የሱስን ፡ ወይም ፡ የሱዕን ፡ (ዒሳ) ፡ ማርያምን ፡ (ሙርያም) ፡ (2) ገብሬልን ፡ (ጂብሬል) ፡ ጾሪትን ፡ (ተውራት) ፡ ወንጌልን ፡ (ኢንጂል) ፡ ብሎ ፡ ስለሚጠራቸው ፡ በጠቅላላው ፡ በተጻውዎ ፡ ስም ፡ አጠራሩን ፡ ተከትለናል ።

እንዲሁም ፡ የአምላክ ፡ ስም ፡ በአሚርኛ ፡ እግዚአብሔር ፡ (የዓለም ፡ አምላክ) ፡ ሲኾን ፡ በዐረብኛ ፡ ዋና ፡ ስሙ ፡ አልላህ ፡ ነው ። ሌሎችም ፡ ዘጠና ፡ ዘጠኝ ፡ መልካም ፡ ስሞች ፡ አልሉት ።

አላህ ፡ የሚለው ፡ ቃል ፡ ሊገኘው ፡ ለሚገባው ፡ ዘላለም ፡ ሕይወት ፡ (መታጣት ፡ ያልቀደመው ፡ መሞት ፡ የማይከተለው) ፡ ራሱን ፡ ቻይ ፡ (አስገኝ ፡ ጌታ ፡ መገኛ ፡ ቦታ ፡ የማይፈልገው) ፡ ለኾነ ፡ አምላክ ፡ የተጻውዎ ፡ ስም ፡ በመኾኑ ፡ ሰፋ ፡ ያለ ፡ ትርጉም ፡ ስላለው ፡ ሳንተረጎም ፡ እንዳለ ፡ አስገብተዋል ።


1 የሙሴ ፡ አገልጋይ ፡ ወጣት ፡ የነበረው ፡ ዩሹዕም ፡ ይባላል ።
2 ከማርያም ፡ ሌላ ፡ የሴት ፡ ስም ፡ የሔዋን ፡ እንኳ ፡ በቁርኣን ፡ አልተነገረም ።

12ኛ ፣ ከዘመነ ፣ በሱዳ ፣ እስከ ፣ አራተኛው ፣ ዘመነ ፣ ልደት ፣ ያለ ፣ አናባቢ ፣ በገእዝ ፣ ሪይል ፣ ብቻ ፣ ይጻፍ ፣ የነበረው ፣ የግዕዝ ፣ ቋንቋ ፣ ለማርኛም ፣ የሴም ፣ ቋንቋዎች ፣ ስለኾኑ ፣ እንደ ፣ ዐረብኛና ፣ ዕብራይስጥ ፣ ከቀኝ ፣ ወይ ፣ ገራ ፣ ይጻፉ ፣ እንደነበሩ ፣ በአክሱም ፣ ሐው ፣ ልት ፣ ላይ ፣ ያለው ፣ ጽሑፍ ፣ ይመራል።

ናሬምናጦስና ፣ አብረውት ፣ የነበሩት ፣ ከያሬት ፣ ቋንቋ ፣ ጋር ፣ ለማስማማት ፣ ጥርጊያ ፣ መንገዱን ፣ ለውጠው ፣ አናባቢዎቹን ፣ በራደሉ ፣ ወገብና ፣ ገርጌ ፣ በራሱም ፣ ላይ ፣ ቀጥለው ፣ ከገራ ፣ ወይ ፣ ቀኝ ፣ እንዲጻፍ ፣ አድርገዋል ፣ የሌላባት ፣ ወይም ፣ የሌላውን ፣ ተራውንም ፣ ለውጠው ፣ በሀሊታው ፣ ሀና ፣ ለ ፣ እንዲጀመር ፣ ወስነዋል ፣ የጥቂቶቹ ፣ ራደላት ፣ ድምፅ ፣ ተለ ፣ የውጧል ፣ በምላስ ፣ ጫና ፣ የሚነገረው ፣ ንጉሡ ፣ ሠ ፣ ድምጹ ፣ ጠፍቶ ፣ እንደ ፣ እሳቱ ፣ ሰ ፣ ይነበባል ፣ በቀርብ ፣ ገረሮ ፣ የሚነገረው ፣ በዙጎን ፣ ገና ፣ በመሃል ፣ ገረሮ ፣ የሚነገሩት ፣ ሐመሩ ፣ ሐና ፣ ዓይኑ ፣ ዓ ፣ እስከ ፣ ለሁን ፣ በተገርኛ ፣ ተጠብቀው ፣ ሳሉ ፣ በሐማርኛ ፣ ንባባቸው ፣ እየ ፣ ደከሙ ፣ ሂዶ ፣ ጠፍቷል።

ይሁን ፣ እንጂ ፣ አገባባቸው ፣ ስለሚጠበቅ ፣ አንዳንድ ፣ ስፍራ ፣ ቢያመልጥም ፣ በተቻለን ፣ መጠን ፣ አገባባቸውን ፣ ጠብቀናል ፣ ድምፅ ፣ ማለት ፣ በኃይል ፣ በመነካካት ፣ ወይም ፣ በመለ ፣ ያየት ፣ የሚገኝ ፣ የአየር ፣ ግጭት ፣ ሲኾን ፣ ከሰውም ፣ ከእንስሳም ፣ ከግዕዝም ፣ ይገኛል።

ሪይል ፣ ገን ፣ በመናገሪያ ፣ አካል ፣ ላይ ፣ የሚጋጩ ፣ ድምፅ ፣ ነው ፣ ራደላትም ፣ የሚነ ፣ ሩት ፣ በገረሮና ፣ በተናጋ ፣ በምላስ ፣ በክንፈር ፣ ነው ፣ የሚከተለውን ፣ ሥዕል ፣ ተመልከት።



በሠ፡ ጉን፡ የሚገኘው ፣ ዘ ፣ በላቲን ፣ the ነው።

ከነዚህም ፣ ሌላ ፣ ከሁለት ፣ ራደላት ፣ የሚወጡ ፣ ይገኛሉ ፣ ተና ፣ ሸ ፣ ቸ ፣ ነና ፣ የ ፣ ኘ ፣ ኘና ፣ ጀ ፣ ገ ፣ ገና ፣ ሸ ፣ ዠ ፣ ተና ፣ ጠ ፣ ጪ ፣ በና ፣ ፈ ፣ ፕ ፣ ጳ ፣ ፈና ፣ በ ፣ ሸ ፣ ይኾናሉ ፣ ለቃላት ፣ መለያ ፣ ሁለት ፣ ነጥብ ፣ (፣) ለዓረፍት ፣ ነገር ፣ አነስተኛ ፣ መክፈያ ፣ ነጠላ ፣ ሠረዝ ፣ (፣) ለከፍተኛ ፣ መክፈያ ፣ ድርብ ፣ ሠረዝ ፣ (፣) ለሙሉ ፣ ዓረፍት ፣ ነገር ፣ አራት ፣ ነጠብጣብ ፣ (=) ለጥያቄ ፣ ምልክት ፣ (?) ለአንክር ፣ (!) የተለመደውን ፣ ተከትለናል ፣ በመጥበቀና ፣ በመላላት።

ናቹ ፣ የሚያሻማ ፣ ለኾነው ፣ ቃል ፣ በሚጠበቅ ፣ ጊዜ ፣ በመነሻው ፣ በኩል ፣ ሳድሱን ፣ ሪይል ፣ በመጨመር ፣ ተጠቅመናል ፣ ገናም ፣ እንደ ፣ አንድ ፣ ሪይል ፣ ጠብቆ ፣ እንዲነበብ ፣ ያስፈል ፣ ጋል ፣ ምሳሌውም ፣ ሙሳ ፣ ሌላ ፣ ስንል ፣ ከመናገር ፣ የኾነው ፣ ሌላ ፣ በመላላት ፣ ሲነገር ፣ ብርሃን ፣ ለልላ ፣ ስንል ፣ ከመገኘት ፣ የኾነው ፣ ጠብቆ ፣ ስለሚነገር ፣ ል ፣ እንዲመመር ፣ አድርገናል ፣ የተርጉሙም ፣ ሥራ ፣ በአተ ፣ ሽፈራው ፣ ወርቁ ፣ ለስተባባሪነት ፣ በሙሴ ፣ ሰሊም ፣ ቡሽቀራ ፣ ተጠባባቂነት ፣

ሐጂ ፣ በገር ፣ ዳውድ ፣ ቢ ፣ ኢ ፣ ኢም ፣ ኢ ፣ ከአዝሀር ፣ ዩቫርስቲ ፣ ሸህ ፣ ዐብዱልከሪም ፣ ትር ፣ ሐሴን ፣ ቢ ፣ ኢ ፣ ለዝሀር ፣ ኢም ፣ ኢ ፣ እስክንድሪያ ፣

ክጥት ፣ መምህርቶች ፣ ጋር ፣ በመተባበር ፣ ተከናውኗል ፣ ከየአገሩም ፣ የተመረጡ ፣ ሊቃው ፣ ንት ፣ እንዲያርሙት ፣ ያስፈልጋል ፣ ስለ ፣ ተባለ ፣

ሸህ ፣ ቡሽረልከሪም ፣ ሙስጠፋ ፣	ክወሱ ፣
ሐጂ ፣ ዩሱፍ ፣ ዐብዱረሐማን ፣	ከሐረር ፣
ቃዲ ፣ ሙሐመድ ፣ ዐብዱረሐማን ፣	ከተገራ ፣
ሐጂ ፣ አሐመድ ፣ ዳለቲ ፣	ከሸዋ ፣
ሐጂ ፣ መንዛረሁ ፣ ከቢር ፣ ሐሴን ፣	ከዐሩሲ ፣

ተመርጠው ፣ አብረን ፣ አርመነዋል ፣ በመጨረሻም ፣ ሁለታችን ፣ ደጋገመን ፣ አርመን ፣ በኛው ፣ ተጠባባቂነትና ፣ አራሚነት ፣ በአርቲስቲክ ፣ ማተሚያ ፣ ቢት ፣ ታትሟል።

ተ ር ኃ ጫ ዎ ች ፣

ሰይድ ፣ ሙሐመድ ፣ ሳዲቅ ፣
ሐጂ ፣ ሙሐመድ ፣ ሣዲ ፣ ሐቢብ ፣

- በዚህ ፣ ተርጉም ፣ ከቁርአን ፣ ተፍሲር ፣ (ኛቸው) ፣ ከዚህ ፣ በሚከተሉት ፣
- 1ኛ ፣ ከጆላለይንና ፣ ከሳዊ ፣
 - 2ኛ ፣ ከተንዌር ፣ አልሚቀባስ ፣
 - 3ኛ ፣ ከሌቡ ፣ አልሱባድ ፣
 - 4ኛ ፣ ከኢብን ፣ ጃዘይ ፣
 - 5ኛ ፣ ከነሰፈ ፣
 - 6ኛ ፣ ከመራሐ ፣ ለቢድ ፣
 - 7ኛ ፣ ከኻዚን ፣
 - 8ኛ ፣ ከኢብን ፣ ከሣር ፣
 - 9ኛ ፣ ከበይዳዊ ፣ ተጠቅመናል ፣ ከሙናረዳት ፣ አልረጊብም ፣ በብዙ ፣ ወስደናል።

ከዚህ ፣ ላይወጣም ፣

1ኛ : ሱረቱ : አል-ፋ-ቴሐሀ : (የመከፈቻይቱ : ምዕራፍ) : በ መካ : የወረደች : ናት : አያትዋ : (አንቀጾችዋ) : 7 : ናቸው ።

- 1 በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም : ርኅሩኅ : በጣም : አዛኝ : በኾነው ።
- 2 ምስጋና : ለአላህ : ይገባው : የዓለማት : ጌታ : ለኾነው ።
- 3 እጅግ : በጣም : ርኅሩኅ : በጣም : አዛኝ ።
- 4 የፍርድ : ቀን : ባለቤት : ለኾነው ።

- 5 አንተን : ብቻ : እንግግዛለን ፤ አንተንም : ብቻ : ርዳታን : እንለምናለን ።
- 6 ቀጥተኛውን : መንገድ : ምራን ።
- 7 የነዚያን : በነርሱ : ላይ : በጎ : የዋልክላቸውን : በነሱ : ላይ : ያልተቆጣሀባቸውንና : ያልተሳሳቱትንም : ለምች : መንገድ : (ምራን ፤ በሉ) ።

2ኛ : ሱረቱ : አል-በቀራሀ : (የላም : ምዕራፍ) : በመዲና : የወረደች : ናት : አያትዋ : (አንቀጾችዋ) : 286 : ናቸው ።

- በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም : ርኅሩኅ : በጣም : አዛኝ : በሆነው ።
- 1 ኢ-ሊ-መ. (አሊፍ : ላም : ሚም) ፤ (1) ።
 - 2 ደህ : መጽሐፍ : (ከአላህ : ለመሾኑ) : ጥርጥር : የለበትም ፤ ለፈ
- 1 በዚህና : በሙሉ : ትርጉም : ብዙዎቹ : ሊቃውንት : ናቸውን : ካላህ : በስተቀር : የሚያውቀው : የለም : ይላሉ ፤ እኔ : አላህ : ነኝ : ወውቃለሁ ፤ ግልት : ነው : የሚሉም : አላሉ ፤ ከዚህም : ሌላ : ነቢዩ : መሐመድ : ቁርአንን : ሲያነቡ : ወረባች : እየተሰበሰቡ : ድግምት : ነው ፤ ይሰባችኋል ፤ አታገምጡት : እያሉ : ይህም : ስለ : ነበር : በነሱ : ዘንድ : ያልታወቀ : አኒጋር : ምህጸራ : ቃላት : አውርዶ : ዝም : ለማሰገት : ነው ፤ የሚሉም : ብዙዎች : ናቸው ።

- ራህያን : (2) መሪ : ነው ።
- 3 ለነዚያ : በሩቁ : ነገር : (3) የሚያምኑ : ሰላትንም : ደንቡን : ጠብቀው : የሚሰግዱ : ከሰጠናቸውም : ሲላይ : የሚችሩ : ለኾኑት ፤
 - 4 ለነዚያም : ወደ : አንተ : በተወረደውና : ከአንተ : በፊትም : በተወረደው : የሚያምኑ : በመጨረሻይቱም : (ዓለም) : እነርሱ : የሚያረጋግጡ : ለኾኑት : (መሪ : ነው) ።
 - 5 እነዚያ : ከጌታቸው : በመመራት :
- 2 አላህን : ለሚፈሩ ።
3 ከአዋሳት : በራቀው : ነገር ።

4ይ : ናቸው ፤ እነዚያም ፡ እነሱ ፡
 ፍላጎታቸውን ፡ ያገኙ ፡ ናቸው ።
 6 እነዚያ ፡ የካዱት ፡ (ሰዎች) ፡ ብታ
 ስፈራራቸውም ፡ ባታስፈራራቸውም ፡ በነርሱ ፡ ላይ ፡ እኩል ፡
 ነው ፤ አያምኑም ።
 7 አላህ ፡ በልቦቻቸው ፡ ላይ ፡ በመ
 ስሚያቸውም ፡ ላይ ፡ አትሞባቸ
 ዋል ፤ በዓይኖቻቸውም ፡ ላይ ፡
 መሸፈኛ ፡ አልለ፤ ለነሱም ፡ ታላቅ ፡
 ቅጣት ፡ አላቸው ።
 8 ከሰዎችም ፡ በአላህና ፡ በመጨረ
 ሻው ፡ ቀን ፡ አምነናል ፡ የሚሉ ፡
 አልሉ ፤ እነርሱም ፡ አማኞች ፡
 አይደሉም ።
 9 አላህንና ፡ እነዚያን ፡ ያመኑትን ፡
 (ሰዎች) ፡ ያታልላሉ ፤ የማያውቁ ፡
 ሲኾኑ ፡ ነፍሶቻቸውን ፡ እንጅ ፡
 ሌላን ፡ አያታልሉም ።
 10 በልቦቻቸው ፡ ውስጥ ፡ (የንፍ
 ቅና) ፡ በሺታ ፡ አለባቸው ፤ አላ
 ህም ፡ በሺታን ፡ ጨመረባቸው ፤
 ለነርሱም ፡ ይዋኹ ፡ በነበሩት ፡
 ምክንያት ፡ አሳማሚ ፡ ቅጣት ፡
 አላቸው ።
 11 ለነርሱም ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ አታ
 በላሹ ፡ በተባሉ ፡ ጊዜ ፡ እኛ ፡
 አሳማሪዎች ፡ ብቻ ፡ ነን ፡ ይላሉ ።
 12 ንቁ ፡ እነሱ ፡ አጥፊዎቹ ፡ እነ
 ሱው ፡ ናቸው ፤ ግን ፡ አያውቁም ።
 13 ለነሱም ፡ ሰዎቹ ፡ እንዳመኑ ፡
 እመኑ ፡ በተባሉ ፡ ጊዜ ፡ ቁሎቹ ፡
 እንዳመኑ ፡ እናምናለን ? ይላሉ ፤
 አዋጅ ፡ ንቁ ፡ እነርሱ ፡ ቁሎቹ ፡
 እነርሱው ፡ ናቸው ፤ ግን ፡ አያ
 ውቁም ።
 14 እነዚያንም ፡ ያመኑትን ፡ በተገ
 ናች ፡ ጊዜ ፡ አምነናል ፡ ይላሉ ፤
 ወደ ፡ ሰይጣኖቻቸውም ፡ ባገለሉ ፡

ጊዜ ፡ እኛ ፡ ከናንተ ፡ ጋር ፡ ነን ፤
 እኛ ፡ (በነሱ) ፡ ተሳላቂዎች ፡
 ብቻ ፡ ነን ፡ ይላሉ ።
 15 አላህ ፡ በነሱ ፡ ይላለቅባቸዋል ፤
 (1) በጥመታቸውም ፡ ውስጥ ፡ የሚ
 ዋልሉ ፡ ሲኾኑ ፡ ያዘገያቸዋል ።
 16 እነዚህ ፡ እነዚያ ፡ ስሕተትን ፡ በቅ
 ንነት ፡ የገዙ ፡ ናቸው ፤ ንግዳቸ
 ውም ፡ አላተረፈችም ፤ ቀጥተኞ
 ችም ፡ አልኾኑም ።
 17 (በንፍቅና) ፡ ምሳሌያቸው ፡ እን
 ደዚያ ፡ እሳትን ፡ እንዳነደደ ፡
 ሰው ፡ በዙሪያው ፡ ያለውን ፡
 ሁሉ ፡ ባበራች ፡ ጊዜም ፡ አላህ ፡
 ብርሃናቸውን ፡ እንደወሰደባቸው ፡
 በጨለማዎችም ፡ ውስጥ ፡ የማ
 ያዩ ፡ ኾነው ፡ እንደተዋቸው ፡
 (ሰዎች) ፡ ብጤ ፡ ነው ።
 18 (እነሱ) ፡ ደንቆሮዎች ፡ ዲዳዎች ፡
 ዕውሮች ፡ ናቸው ፤ ስለዚህ ፡
 እነርሱ ፡ አይመለሱም ።
 19 ወይም ፡ (ምሳሌያቸው) ፡ ከሰ
 ማይ ፡ እንደ ፡ ወረደ ፡ ዝናም ፡
 (ባለቤቶች) ፡ ነው ፤ በርሱ ፡ (በደ
 መናው) ፡ ውስጥ ፡ ጨለማዎች ፡
 ነጉድንድም ፡ ብልጭታም ፡ ያሉ
 በት ፡ ሲኾን ፡ ከመብረቆቹ ፡ ሞ
 ትን ፡ ለመፍራት ፡ ጣቶቻቸውን ፡
 በጆሮቻቸው ፡ ውስጥ ፡ እንደሚያ
 ደርጉ ፡ ብጤ ፡ ነው ፤ አላህም ፡
 ከሐዲዎችን ፡ ከባቢ ፡ ነው ።
 20 ብልጭታው ፡ ዓይኖቻቸውን ፡
 ሊነጥቅ ፡ ይቀርባል ፤ ለነርሱ ፡
 ባበራላቸው ፡ ቍጥር ፡ በርሱ ፡
 ውስጥ ፡ ይኼዳሉ ፤ በነሱም ፡ ላይ ፡
 ባጨለመ ፡ ጊዜ ፡ ይቆማሉ ፤ አላ
 ህም ፡ በሻ ፡ ኖሮ ፡ መስሚያቸው
 ንና ፡ ማያዎቻቸውን ፡ በወሰደ ፡

1 በመላለቃቸው ፡ ይቀጣቸዋል ።

ነበር ፤ አላህ ፡ በነገሩ ፡ ሁሉ ፡ ላይ ፡
 ቻይ ፡ ነውና ።
 21 አላንተ ፡ ሰዎች ፡ ሆይ ፤ የፈጠራ
 ችሁን ፡ እነዚያንም ፡ ከናንተ ፡
 በፊት ፡ የነበሩትን ፡ (የፈጠረ
 ውን) ፡ ጌታችሁን ፡ ተገዙ ፤ (ቅጣ
 ትን) ፡ ልትጠነቀቁ ፡ ይከጀላልና ።
 22 (እርሱ) ፡ ያ ፡ ለናንተ ፡ ምድርን ፡
 ምግባፍ ፡ ሰማይንም ፡ ጣራ ፡
 የደረገ ፡ ነው ፤ ከሰማይም ፡ (ከደ
 ጫና) ፡ ውሃን ፡ ያወረደ ፡ በርሱም ፡
 ከፍሬዎች ፡ ለናንተ ፡ ሲሳይን ፡
 ያወጣ ፡ ነው ፤ እናንተም ፡ (ፈጣሪ
 ነቱን) ፡ የምታውቁ ፡ ስትኾኑ ፡
 ለአላህ ፡ ባላንጣዎችን ፡ አታደ
 ርጉ ።
 23 በባሪያችንም ፡ ላይ ፡ ካወረደነው ፡
 በመጠራጠር ፡ ውስጥ ፡ ብትኾኑ ፡
 ከብጤው ፡ አንዲትን ፡ ምዕራፍ ፡
 አምጡ ፤ ውነተኞችም ፡ እንደኾ
 ኑ ፡ ከአላህ ፡ ሌላ ፡ መስካሪ
 ፡ (ዎቻችሁን ፡ ጥሩ ።
 24 (ይህንን) ፡ ባትሠሩ ፡ ፈጽሞም ፡
 አትሠሩትምና ፡ ያችን ፡ መቀጣጠ
 ያዋ ፡ ሰዎችና ፡ ደንጊያዎች ፡ የኾ
 ኑትን ፡ እሳት ፡ ተጠበቁ ፤ ለከ
 ሐዲዎች ፡ ተደግሳለች ።
 25 እነዚያን ፡ ያመኑትንና ፡ መልካም
 ችንም ፡ የሠሩትን ፡ ለነርሱ ፡ ከ
 ሦሮቻቸው ፡ ወንዞች ፡ የሚፈሱባ
 ቸው ፡ ገነቶች ፡ ያሏቸው ፡ መኾ
 ኑን ፡ ቅብስራቸው ፤ ከርሷ ፡ ከፍሬ
 (ዓይኖቹ) ፡ ሲሳይን ፡ በተመገቡ ፡
 ቍጥር ፡ (ፍሬዎችዋ ፡ ስለሚመ
 ሳሰሉ) ፡ ይህ ፡ ያ ፡ ከአሁን ፡ በፊት
 የተመገብነው ፡ ነው ፡ ይላሉ ፤
 እርሱንም ፡ ተመሳሳይ ፡ ኾኖ ፡
 ተሰጡት ፤ ለነሱም ፡ በውስጣ ፡
 ንዱሕ ፡ የተደረገ ፡ ሚስቶች ፡

አሏቸው ፤ እነሱም ፡ በውስጣ ፡
 ዘውታሪዎች ፡ ናቸው ።
 26 አላህ ፡ ማንኛውንም ፡ ነገር ፡ ትን
 ኝንም ፡ ኾነ ፡ (1) ከበላይዋ ፡ የኾ
 ኑንም ፡ ምሳሌ ፡ ለማድረግ ፡ አያ
 ፍርም ፤ እነዚያ ፡ ያመኑትማ ፤
 እርሱ ፡ (ምሳሌው) ፡ ከጌታቸው ፡
 (የተገኘ) ፡ እውነት ፡ መኾኑን ፡
 ያውቃሉ ፤ እነዚያም ፡ የካዱትማ ፡
 አላህ ፡ በዚህ ፡ ምንን ፡ ምሳሌ ፡
 ሻ ፡ ይላሉ ፤ በርሱ ፡ (በምሳሌው) ፡
 ብዙዎችን ፡ ያሳስታል ፤ በርሱም ፡
 ብዙዎችን ፡ ያቀናል ፤ በርሱም ፡
 አመጠኞችን ፡ እንጅ ፡ ሌላን ፡
 አያሳስትም ።
 27 እነዚያ ፡ የአላህን ፡ ቃል ፡ ኪዳን ፡
 ከአጠባቂዎቻቸው ፡ በኋላ ፡ የሚያፈ
 ርሱ ፡ እንዲቀጠልም ፡ በርሱ ፡
 ያዘዘውን ፡ ነገር ፡ የሚቆርጡ ፡
 በምድርም ፡ ላይ ፡ የሚያበላሹ ፡
 እነዚያ ፡ እነርሱ ፡ ከሳሪዎቹ ፡
 ናቸው ።
 28 ሙታን ፡ የነበራችሁ ፡ ስትኾኑ ፡
 ሕያው ፡ ያደረጋችሁ ፡ ከዚያም ፡
 የሚገድላችሁ ፡ ከዚያም ፡ ሕያው ፡
 የሚያደርጋችሁ ፡ ሲኾን ፡ ከዚ
 ያም ፡ ወደርሱ ፡ የምትመለሱ ፡
 ስትኾኑ ፡ በአላህ ፡ እንዴት ፡ ትከ
 ዳላችሁ !
 29 እርሱ ፡ ያ ፡ በምድር ፡ ያለውን ፡
 ሁሉ ፡ ለናንተ ፡ የፈጠረ ፡ ነው ፤
 ከዚያም ፡ ወደ ፡ ሰማይ ፡ አሰበ ፤
 ሰባት ፡ ሰማያትም ፡ አደረጋቸው ፤
 እርሱም ፡ በነገሩ ፡ ሁሉ ፡ ዐዋቂ ፡
 ነው ።
 30 (ሙሐመድ ፡ ሆይ) ፡ ጌታህ ፡ ለመ
 ላእክት ፡— እኔ ፡ በምድር ፡ ላይ ፡
 ምትክን ፡ አድራጊ ፡ ነኝ ፤ ባለ ፡
 1 በትንሽነት ፡ ወይም ፡ በትልቅነት ።

ጊዜ : (የኾነውን : አስታውስ ፤ እነርሱም) : እኛ : ከማመስገን : ጋር : የምናጠራህ : ላንተም : የምንቀድስ : ስንኾን : በርሷ : ውስጥ : የሚያጠፋንና : ደሞችንም : የሚያፈስን : ታደርጋለህን ? አሉ ፤ (አላህ) : እኔ : የማታውቁትን : ነገር : ዐውቃለሁ : አላቸው ።

31 አደምንም : ስሞችን : ሁሏንም : አስተማረው ፤ ከዚያም : በመላእክት : ላይ : (ተጠሪዎቹን) : አቀረባቸው ፤ እውነተኛዎችም : እንደኾናችሁ : የነዚህን : (ተጠሪዎች) : ስሞች : ንገሩን : አላቸው ።

32 ጥራት : ይገባህ ፤ ከአስተማርከን : ነገር : በስተቀር : ለኛ : ዕውቀት : የለንም ፤ አንተ : ዐዋቂው : ጥበብኛው : አንተ : ብቻ : ነህና : (አሉ) ።

33 —አደም : ሆይ : ስሞቻቸውን : ንገራቸው : አለው ፤ ስሞቻቸውን : በነገራቸውም : ጊዜ : እኔ : የሰማያትንና : የምድርን : ሩቅ : ምስጢር : ዐውቃለሁ ፤ የምትገልጹትንና : ያንንም : ትደብቁት : የነበራችሁትን : ዐውቃለሁ : አላልኳችሁምን ? አላቸው ።

34 ለመላእክትም : ለአደም : ስገዳ : ባልን : ጊዜ : (አስታውስ) ፤ ሁሉም : ወዲያውኑ : ስገዳ : አብላላ : (ዲያብሎስ) : ብቻ : ሲቀር : እምቢ : አለ ፤ ኮራም : ከከተዲያዎቹም : ኾነ ።

35 አደም : ሆይ ! አንተ : ከነሚስትህ : በገነት : ተቀመጥ ፤ ከርሷም : በፈለጋችሁት : ስፍራ : በሰፊው : ተመገቡ ፤ ግን : ይህችን : ዛፍ : አትቅረቡ ፤ ከበደለ

ኞች : ትኾናላችሁና : አልንም ።

36 ከርሷም : ሰይጣን : አንዳለጣቸው : በውስጡም : ከነበሩበት : (ድሎት) : አወጣቸው ፤ ከፈላችሁም : ለከፊሉ : ጠላት : ሲኾን : ውረዳ ፤ ለናንተም : በምድር : ላይ : እስከ : ጊዜ : (ሞታችሁ) : ድረስ : መርጊያና : መጣቀሚያ : አላችሁ ፤ አልናቸው ።

37 አደምም : ከጌታው : ቃላትን : ተቀበለ ፤ በርሱ : ላይም : (ጌታው : ጸጸትን : በመቀበል) : ተመለሰለት ፤ እነሆ : እርሱ : ጸጸትን : ተቀባይ : አዛኝ : ነውና ።

38 ሁላችሁም : ኾናችሁ : ከርሷ : ውረዳ ፤ ከኔም : የኾነ : መምሪያ : ቢመጣላችሁ : ወዲያውኑ : መምሪያዬን : የተከተለ : ሰው : በነሱ : ላይ : ፍርሃት : የለባቸውም ፤ እነሱም : አያዘኑም : አልናቸው ።

39 እነዚያም : (በመልክተኞቻችን) : የካዱ : በአንቀጾቻችንም : ያስተባበሉ ፤ እነዚያ : የእሳት : ጓዶች : ናቸው ፤ እነርሱ : በውስጧ : ዘውታሪዎች : ናቸው ።

40 የእስራኤል : ልጆች : ሆይ ! ያችን : በናንተ : ላይ : የለገስኳትን : ጸጋዬን : አስታውሱ ፤ በቃል : ኪዳኔም : ሙሉ ፤ በቃል : ኪዳናችሁ : እሞላለሁና ፤ እኔንም : ብቻ : ፍሩ ።

41 ከናንተ : ጋር : ያለውን : (መጽሐፍ) : የሚያረጋግጥ : ኾና : ባወረድኩትም : (ቁርአን) : እመኑ ፤ በርሱም : የመጀመሪያ : ከሐዲ : አትኩኑ ፤ በአንቀጾቹም : ጥቂትን : ሞጋ : አትለውጡ ፤ እኔንም : ብቻ : ተጠንቀቁ ።

42 እውነቱንም : በውሸት : አትቀላቅሉ ፤ እናንተም : የምታውቁ : ስትኾኑ : እውነትን : አትደብቁ ።

43 ሶላትንም : ደንቡን : ጠብቃችሁ : ስገዳ ፤ ዘካንም : (ግዴታ : ምጽዋትን) : ስጡ ፤ (ለጌታችሁ) : ከአጉንባሾች : ጋርም : አጉንብሱ ።

44 እናንተ : መጽሐፉን : የምታነቡ : ኾናችሁ : ሰዎችን : በበጎ : ሥራ : ታዛላችሁን ? ነፍሶቻችሁንም : ትረሳላችሁን ? (የሥራችሁን : መጥፎን) : አታውቁምን ?

45 በመታገሥና : በሶላትም : ተረዱ ፤ እርሷም : (ሶላት) : በፈሪዎች : ላይ : እንጅ : በሌላው : ላይ : በእርግጥ : ከባድ : ናት ።

46 እነዚያ : እነርሱ : ጌታቸውን : የሚገናኙ : እነሱም : ወደርሱ : ተመላሾች : መኾናቸውን : የሚያረጋግጡ : በኾኑት : (ላይ : እንጅ : ከባድ : ናት) ።

47 የእስራኤል : ልጆች : ሆይ ! ያችን : በናንተ : ላይ : የለገስኳትን : ጸጋየንና : እኔም : በዓለማት : ላይ : ያበለጥኳችሁ : (1) መኾኔን : አስታውሱ ።

48 (ማንኛዎ) : ነፍስም : ከ(ሌላዎ) : ጭስ : ምንንም : የማትመነዳበትን ፤ ከርሷም : ምልጃን : የማይቀበሉባትን ፤ ከርሷም : ቤዛ : የማይቀበሉባትን ፤ እነርሱም : የማይረዱበትን ፤ ቀን : ተጠንቀቁ ።

49 በፈረዎች : ቤተሰቦች : (ከጎሰኞች : በሌላዎቹ) : ብርቱን : ቅጣት : የሚያቀምሱዎችሁ : ወንዶች : ልጆቻችሁን : የሚያርዱ ፤ ሴቶቻችሁንም : የማተው :

ሲኾኑ : ባዳንናችሁ : ጊዜ : (የኾነውን : አስታውሱ) ፤ በዚህችሁም : ከጌታችሁ : ታላቅ : ፈተና : አለበት ።

50 በናንተም : ምክንያት : ባሕሩን : በከፈልን : ጊዜ : (አስታውሱ) ፤ ወዲያውም : አዳንናችሁ ፤ የፈርዖንንም : ቤተሰቦች : እናንተ : የምትመለከቱ : ኾናችሁ : አስጠምናቸው ።

51 ሙሳንም : አርባን : ሌሊት : በቀጠርነው : ጊዜ : (የኾነውን : አስታውሱ) ፤ ከዚያም : ከርሱ : (መኼድ) : በኋላ : እላንተ : በዳዮች : ስትኾኑ : ወይፈንን : (አምላክ : አድርጋችሁ) : ያዛችሁ ።

52 ከዚያም : ከዚህ : በኋላ : እናንተ : ታመሰግኑ : ዘንድ : ከናንተ : ምሕረት : አደረግን ።

53 ሙሳንም : መጽሐፍንና : (እውነትና : ውሸትን) : መለያንም : ትምመሩ : ዘንድ : በሰጠነው : ጊዜ : (አስታውሱ) ።

54 ሙሳም : ለሕዝቦቹ :— ሕዝቦቹ : ሆይ ! እናንተ : ወይፈንን : (አምላክ : አድርጋችሁ) : በመያዛችሁ : ነፍሶቻችሁን : በደላችሁ ፤ ወደፈጣሪያችሁም : ተመለሱ ፤ ነፍሶቻችሁንም : ግደሉ ፤ (1) ይሃችሁ : በፈጣሪያችሁ : ዘንድ : ለናንተ : በላጭ : ነው ፤ ባለ ጊዜ : (አስታውሱ) ፤ በናንተም : ላይ : ጸጸትን : በመቀበል : ተመለሱላችሁ ፤ እነሆ እርሱ : ጸጸትን : ተቀባይ : አዛኝ : ነውና ።

55 ሙሳ : ሆይ ! አላህን : በግልጽ : እስከምናይ : ድረስ : ላንተ : በፍ

1 አባቶቻችሁን : በጊዜያቸው : ከነበሩት : ዓለማት : ያበለጥኳቸው ።

1 ንጹሃችሁ : አጥፊውን : ይግደል ።

ጹም : እናምንልህም : ባላችሁም :
 ጊዜ : (አስታውሱ) ፤ እናንተም :
 እየተመለከታችሁ : መብረቅ :
 ያዘኛችሁ ፤ (1)

56 ከዚያም : ታመሰግኑ : ዘንድ :
 ከሞታችሁ : በኋላ : አስነሳናችሁ።

57 በናንተም : ላይ : ደመናን : አጠ
 ለልን ፤ በናንተም : ላይ : (እንደ :
 ነጭ ማር : ያለ) : መንግስት : እና : ድር
 ጭትን : አወረድን ፤ ከሰጠናች
 ሁም : ጣፋጮች : ብሉ : (አልን) ፤
 አልበደሉንምም : ግን : ነፍሶቻ
 ቸውን : ይበድሉ : ነበር ።

58 ይህችንም : ከተማ : ግቡ ፤ ከር
 ሷም : በሻችሁት : ሰፍራ : ሰፊን :
 (ምግብ) : ተመገቡ ፤ በሩንም :
 ያጉንበሳችሁ : ሽናችሁ : ግቡ ፤
 (ጥያቄያችን : የኃጢአታችን) :
 መርገፍ : ነው : በሉም ፤ ኃጢአ
 ቶቻችሁን : ለናንተ : እንምራ
 ለንና ፤ በጎ : ሠሪዎችንም : (ምን
 ዳን) : እንጨምርላቸዋለን : ባልን
 ጊዜ : (አስታውሱ) ።

59 እነዚያም : የበደሉት : ሰዎች :
 ከዚያ : ለነሱ : ከተባሉት : ሌላ :
 ቃልን : ለወጡ ፤ በነዚያም : በበ
 ደሉት : ላይ : ያምመጡ : በመሽ
 ናቸው : ምክንያት : መቅሠፍ
 ትን : አወረድንባቸው ።

60 ሙሳም : ለሕዝቦቹ : መጠጥን :
 በፈለገ : ጊዜ : (የሾነውን : አስ
 ታውሱ) ፤ ደንጊያውንም : በበ
 ትርህ : ምታ : አልነው ፤ (መታ
 ውም) : ከርሱም : ዐሥራ : ሁለት :
 ምንጮች : ፈለቁ ፤ ሰዎቹ : ሁሉ :
 መጠጫቸውን : በእርግጥ : ዐወቁ፤
 ከአላህ : ሲሳይ : ብሉ ፤ ጠጡም ፤
 አመጠኞችም : ሽናችሁ : በም

1 ሰዎቹ : ምርጫችሁ : ጥቁ ።

ድር : ላይ : አታበላሹ : (አል
 ናቸው) ።

61 ሙሳ : ሆይ :— በአንድ : (ዓይ
 ነት) : ምግብ : ላይ : በፍጹም :
 አንታገሥም ፤ ስለዚህ : ጌታህን :
 ከዚያ : ምድር : ከምታበቅለው :
 ሁሉ : ከቅጠላቅጠልዋ : ከዱባ
 ዋም : ከሰንዴዋም : ከምሥር
 ዋም : ከሽንኩርቷም : ለኛ :
 ያወጣ : ዘንድ : ለኛ : ለምንልን :
 ባላችሁም : ጊዜ : (የሾነውን :
 አስታውሱ ፤ ሙሳም) :— ያንን :
 እርሱ : ዝቅተኛ : የሾነውን :
 በዚያ : እርሱ : በላጭ : በሾነው :
 ነገር : ለውጥን : ትፈልጋላችሁን?
 ወደ : ከተማ : ወረዱ ፤ ለናንተም :
 የጠየቃችሁት : ነገር : አላችሁ :
 አላቸው ፤ በነርሱም : ላይ : ውር
 ደትና : ድሽነት : ተመታባቸው ፤
 ከአላህም : በሽን : ቁጣ : ተመ
 ለሱ ፤ ይህ : (1) እነርሱ : በአላህ :
 ታምራቶች : ይከዱና : ነቢያት
 ንም : ያለ : ሕግ : ይገድሉ : ስለ :
 ነበሩ : ነው ፤ ይህ : (2) በማመጣ
 ቸውና : ወሰን : የሚያልፉ : በመ
 ሽናቸው : ነው ።

62 እነዚያ : ያመኑ : እነዚያም : ይሁ
 ዳውያን : የሾኑ : ክርስቲያኖችም :
 ሳቢያኖችም : (ከነርሱ) : በአላ
 ህና : በመጨረሻው : ቀን : ያመነ፤
 መልካምንም : ሥራ : የሠራ :
 ለነርሱ : በጌታቸው : ዘንድ : ምን
 ዳቸው : አላቸው ፤ በነርሱም :
 ላይ : ፍርሃት : የለባቸውም ፤ እነ
 ሱም : አያዝኑም ።

63 ከበላያችሁም : የጡርን : ተራራ :
 ያነሳን : ሾነን : የጠበቀ : ቃል :

1 ውርደትና : ቁጣ ።
2 ከሕይወት : መገደል ።

ኪዳናችሁን : በያዝን : ጊዜ : (የሾ
 ነውን : አስታውሱ) ፤ ያንን : የሰ
 ጠናችሁን : በጎይል : ያዙ ፤ በው
 ስጡ : ያለውንም : ነገር : (ከእ
 ሳት) : ትጠበቁ : ዘንድ : አስታ
 ውሱ : (አልን) ።

64 ከዚያም : ከዚህ : በኋላ : (ኪዳ
 ኑን) : ተዋችሁ ፤ በናንተም : ላይ :
 የአላህ : ችሮታና : እዝነቱ : ባል
 ነበረ : ፍር : በእርግጥ : ከጠፊ
 ዎቹ : በሾናችሁ : ነበር ።

65 እነዚያንም : ከናንተ : ውስጥ :
 በቅዳሜ : (ቀን : ዐሣን : በማ
 ደን) : ወሰን : ያለፉትንና : ለነሱ :
 ወራዳዎች : ስትሾኑ : ዝንጀሮ
 ዎች : ሹኑ : ያልናቸውን : በእር
 ግጥ : ዐወቃችሁ ።

66 (ቅጣቲቱንም) : ለነዚያ : በስተ
 ፊትዋ : ለነበሩትና : ለነዚያም :
 ከበኋላዋ : ላሉት : (ሕዝቦች) :
 መቀጣጫ : ለፈራህያንም : መገ
 ሠጫ : አደረግናት ።

67 ሙሳም : ለሕዝቦቹ :— አላህ :
 ላምን : እንድታርዱ : ያዛችኋል :
 ባለ : ጊዜ : (አስታውሱ) ፤ መሳለ
 ቂያ : አድርገህ : ትይዘናለህን ?
 አሉት ፤— ከተሳላቂዎች : ከመ
 ሾን : በአላህ : እጠበቃለሁ :
 አላቸው ።

68 ለኛ : ጌታህን : ጠይቅልን ፤ እርሷ :
 ምን : እንደሾነች : (ዕድሜዋን) :
 ያብራራልን : አሉ ፤ እርሱ : እርሷ :
 ያላረጀች : ጥጃም : ያልሾነች :
 በዚህ : መካከል : ልከኛ : የሾ
 ነች : ጊደር : ናት : ይላችኋል ፤
 የታዘዛችሁትንም : ሥሩ : አላ
 ቸው ።

69 ለኛ : ጌታህን : ጠይቅልን ፤
 መልኳ : ምን : እንደ : ሾነ :

ለኛ : ይገለጽልን : አሉ ፤ እርሱ :
 እርሷ : መልኳ : ደማቅ : ተመል
 ካችችን : የምታስደስት : ዳለቻ :
 ላም : ናት : ይላችኋል : አላቸው ።

70 ለኛ : ጌታህን : ጠይቅልን ፤ እርሷ :
 ምን : እንደሾነች : ይገለጽልን ፤
 ከብቶች : በኛ : ላይ : ተመሳሰሉ
 ብን ፤ እኛም : አላህ : የሻ : እንደ :
 ሾነ : በእርግጥ : ተመሪዎች :
 ነን : አሉ ።

71 እርሱ : እርሷ : ያልተገራች : ምድ
 ርን : (በማረስ) : የማታስነሳ :
 እርሻንም : የማታጠጣ : (ከነ
 ውር) : የተጠበቀች : ልዩ : ምል
 ክት : የሌለባት : ናት : ይላች
 ኋል : አላቸው ፤ አሁን : በትክ
 ክል : መጣህ : አሉ ፤ ሊሠሩ :
 ያልተቃረቡም : ሲሾኑ : አረ
 ዱዋት (1) ።

72 ነፍሱንም : በገደላችሁና : በር
 ሷም : (ገዳይ) : በተከራከራችሁ :
 ጊዜ : (አስታውሱ) ፤ አላህም :
 ትደብቁት : የነበራችሁትን :
 ሁሉ : ገላጭ : ነው ።

73 (በድኑን) : በከፊሏም : ምቱት :
 አልን ፤ (2) እንደዚሁ : አላህ :
 ሙታንን : ያስነሳል ፤ ታውቁም :
 ዘንድ : ታምራቶችን : ያሳያች
 ኋል ።

74 ከዚያም : ከዚህ : በኋላ : ልቦቻ
 ችሁ : ደረቁ ፤ እርሷም : እንደ :
 ደንጊያዎች : ወይም : በድርቅና :
 ይበልጥ : የበረታች : ናት ፤ ከደን
 ጊያዎችም : ከርሱ : ጂረቶች :
 የሚፈሱለት : አልለ ፤ ከነርሱም :
 በእርግጥ : የሚሰነጠቅና : ከርሱ :

1 የጠናቸው : ሾነው : እየከበዳቸው : አረ
 ዱት ።
2 መታትምና : ተነሳ : ገዳይንም : ተናገረና
 ጥተ ።

ውሃ : (ምንጭ) : የሚወጣው : አለለ ፤ ከነርሱም : አላህን : ከመፍራት : የተነሳ : ወደ : ታች : የሚወርድ : አለለ ፤ አላህም : ከምትሠሩት : ነገር : ዘንጊ : አይደለም ።

75 (ይሁዶች) : ከነሱ : የኾኑ : ጭፍሮች : የአላህን : ቃል : የሚሰሙና : ከዚያም : ከተረዱት : በኋላ : እነርሱ : እያወቁ : የሚለውጡት : ሲኾኑ : ለናንተ . ግመናቸውን : ትከጃላላችሁን ?

76 እነዚያንም : ያመኑትን : ባገኙ : ጊዜ : አምነናል : ይላሉ ፤ ከፊላቸውም : ወደ : ከፊሉ : ባገለለ : ጊዜ : አላህ : በናንተ : ላይ : በገለጸላችሁ : ነገር : እንታችሁ : ዘንድ በርሱ : እንዲከራከሩዎቻችሁ : ትነግሩዎቻችሁትሁን ? አታውቁምን ? ይላሉ ።

77 አላህ : የሚደበቁትንና : የሚገልጹትን : የሚያውቁ : መኾኑን : አያውቁምን ?

78 ከነሱም : መጽሐፉን : የማያውቁ : መሃይምናን : አልሉ ፤ ግን : ከንቱምኞቶችን : (ይመኛሉ) ፤ እነርሱም : የሚጠራጠሩ : እንጂ : ሌላ : አይደሉም ።

79 ለእነዚያም : መጽሐፉን : በእጆቻቸው : ለሚጽፉና : ከዚያም : በርሱ : ጥቂትን : ዋጋ : ሲገዙ በት : ይህ : ከአላህ : ዘንድ : ነው : ለሚሉ : ወዮላቸው ፤ ለእነርሱም : ከዚያ : እጆቻቸው : ከጸፉት : ወዮላቸው ፤ ለእነሱም : ከዚያ : ከሚያፈሩት : (ኃጢአት) : ወዮላቸው ።

80 እሳትም : የተቆጠሩን : ቀኖች : እንጂ : አትነካንም : አሉ ፤ አላህ :

ዘንድ : ቃል : ኪዳን : ይዛችኋል ? (ይህ : ከኾነ) : አላህም : ኪዳንን : አያፈርስም ፤ በውነቱ : በአላህ : ላይ : የግታውቁትን : ትናገራላችሁ : በላቸው ።

81 አይደለም : (ትነካችኋለች) ፤ መጥፎን : (ከሕይወት) : የሠራ : በርሱም : ኃጢአቱ : የከበበችው : ሰው : እነዚያ : የእሳት : ጓዶች : ናቸው ፤ እነርሱ : በውስጡ : ዘውታሪዎች : ናቸው ።

82 እነዚያም : ያመኑት : በጉ : ሥራዎችንም : የሠሩት : እነዚያ : የገነት : ጓዶች : ናቸው ፤ እነርሱ : በውስጡ : ዘላለም : ዘውታሪዎች : ናቸው ።

83 የእስራኤል : ልጆችንም : ጥብቅ : ኪዳን — አላህን : እንጂ : ሌላን : አታምልኩ ፤ በወላጆችም : በግጉን : ሥራ : (አድርጉ) ፤ በዝምድና : ባለ : ቤቶችም : በየቲሞችም : (አባት : በሌላቸው : ልጆች) : በምስኪኖችም : (በጉ : ዋሉ) ፤ ለሰዎችም : መልካምን : ተናገሩ ፤ ሰላትንም : ደንቡን : ጠብቃችሁ : ስገዱ : በማለት : በያዝንባቸው : ጊዜ : (አስታውሱ) ፤ ከዚያም : ከናንተ : ጥቂቶች : ሲቀሩ : ሸሻችሁ ፤ እናንተም : (ኪዳንን) : የምትተው : ናችሁ ።

84 ደምቻችሁን : አታፍሰሱ : ነፍሶቻችሁንም : (ከፊላችሁን) : ከአገሮቻችሁ : አታውጡ : የምንል : ስንኾን : የጠበቀ : ቃል : ኪዳናችሁን : በያዝንባችሁ : ጊዜ : (አስታውሱ) ፤ ከዚያም : (በኪዳኑ) : አረጋገጣችሁ ፤ እናንተም : ትመሰክራላችሁ ።

85 ከዚያም : እናንተ : እነዚያ : ነፍሶቻችሁን : የምትገድሉ : ከናንተም : የኾኑ : ጭፍሮችን : በኃጢአትና : በመበደል : በነርሱ : ላይ : የምትረዳዱ : ስትኾኑ : ከአገሮቻቸው : የምታወጡ : ምርኮኞችም : ኾነው : ቢመጡዎችሁ : የምትበገቱ : ናችሁ : እርሱ : (ነገሩ) : እነርሱን : ማውጣት : በናንተ : ላይ : የተከለከለ : ነው ፤ በመጽሐፉ : ከፊል : ታምናላችሁን ? በከፊሉም : ትከፋላችሁን ? ከናንተም : ይህንን : የሚሠራ : ሰው : ቅጣት : በቅርቡ : ሕይወት : ውርደት : እንጂ : ሌላ : አይደለም : በትንሣኤ : ቀንም : ወደ : ብርቱ : ቅጣት : ይመለሳሉ : አላህም : ከምትሠሩት : ሥራ : ሁሉ : ዘንጊ : አይደለም ።

86 እነዚህ : እነዚያ : ቅርቡን : ሕይወት : በመጨረሻይቱ : አገር : የዝቡ : ናቸው ፤ ከነሱም : ቅጣቱ : አይቀለልላቸውም ፤ እነሱም : አይርረዱም ።

87 ሙሳንም : መጽሐፍን : በእርግጥ : ሰጠነው ፤ ከበኋላውም : መልክተኞችን : አስከታተልን ፤ የመርየምን : ልጅ : ዲሳንም : ግልጽ : ታምራቶችን : ሰጠነው ፤ በቅዱሱ : መንፈስም : አበረታኑው ፤ ነፍሶቻችሁ : በማትወደው : ነገር : መልክተኛ : በመጣላችሁ : ቊጥር : (ከመከተል) : ትከራላችሁን ? ከፊሉን : አስተባበላችሁ ፤ ከፊሉንም : ትገድላላችሁ ።

88 ለቦቻችንም : ሸፍኖች : ናቸው : አሉ ፤ አይደለም : አላህ : በክሕደታቸው : ምክንያት : ረገማቸው : ጥቂትንም : ብቻ : ያምናሉ ።

89 ከነሱም : ጋር : ያለውን : (መጽሐፍ) : አረጋጋጭ : የኾነ : መጽሐፍ : ከአላህ : ዘንድ : በመጣላቸው : ጊዜ : (ከመምጣቱ) : በፊት : በእነዚያ : በካዱት : ላይ : ይረዱበት : የነበሩ : ሲኾኑ : (1) ያወቁት : ነገር : በመጣላቸው : ጊዜ : በርሱ : ካዱ ፤ የአላህም : ርግማን : በከተዲዎች : ላይ : ይኾኑ ።

90 ነፍሶቻቸውን : በርሱ : የሸጡበት : ነገር : ከፋ ! (እርሱም) : አላህ : ከባሮቹ : በሚሻው : ሰው : ላይ : ከችሮታው : (ረእይን) : ማውረዱን : በመመቅኘት : አላህ : ባወረደው : ነገር : መካዳቸው : ነው ፤ በቁጣ : ላይም : ቁጣ : (የተረጋገጠባቸው : ሲኾኑ) : ተመለሱ ፤ ለከተዲዎችም : አዋራጅ : ቅጣት : አላቸው ።

91 አላህም : ባወረደው : (ሁሉ) : ለእነርሱ : እመኑ : በተባሉ : ጊዜ : በኛ : ላይ : በተወረደው : (መጽሐፍ ብቻ) : እናምናለን : ይላሉ ፤ ከርሱ : ኋላ : ባለው : (ቁርአን) : እርሱ : ከነሱ : ጋር : ላለው : (መጽሐፍ) : አረጋጋጭ : እውነተኛ : ሲኾን : ይከዳሉ ፤ አማኞች : ከኾናችሁ : ከአሁን : በፊት : የአላህን : ነቢያት : ለምን : ገደላችሁ : በላቸው ።

92 ሙሳም : በታምራቶች : በእርግጥ : መጣላችሁ : ከዚያም : ከበኋላው : እሳት : በዳዮች : ስትኾኑ : ወይፈንን : (አምላክ : አድርጋችሁ) : ያዛችሁ ።

1 አላህ : በመጨረሻ : በሚመጣው : ነቢይ : ተማገንንግል : በጠላቶቻችን : ላይ : እርዳን : እያሉ : ይረዱበት : የነበሩ : ሲኾኑ :

93 የጡርንም ፣ ጋራ ፣ ከበላያችሁ ፣ ያነሳን ፣ ስንቸን ፣ (በእራት ፣ ሕግ ፣ እንድትሠሩ) ፣ ኪዳናችሁን ፣ በያዝን ፣ ጊዜ ፣ (አስታውሱ) ፣ የሰጠናችሁን ፣ በገይል ፣ ያዙ ፣ ስሙም (አልን) ፣ ሰማን ፣ አመጥንም ፣ አሉ ፣ የወይረኑንም ፣ ወዲታ ፣ በክሕደታቸው ፣ ምክንያት ፣ በልቦቻቸው ፣ ውስጥ ፣ ተጠጡ ፣ አማኞች ፣ እንደኾናችሁ ፣ እምነታችሁ ፣ በርሱ ፣ የሚያዛችሁ ፣ ነገር ፣ ከፋ ፣ በላቸው ።

94 የመጨረሻይቱ ፣ አገር ፣ (ገነት) ፣ አላህ ፣ ዘንድ ፣ ከሰው ፣ ሁሉ ፣ ሌላ ፣ የተለየች ፣ ስትኾን ፣ ለእናንተ ፣ ብቻ ፣ እንደገና ፣ እውነተኛች ፣ ከኾናችሁ ፣ ሞትን ፣ ተመኙ ፣ በላቸው ።

95 እጆቻቸውም ፣ ባላለፉት ፣ (በሠሩት) ፣ ምክንያት ፣ ምንጊዜም ፣ ፈጽሞ ፣ አይመኙትም ፣ አላህም ፣ በዳዮችን ፣ ዐዋቂ ፣ ነው ።

96 ከሰዎችም ፣ ሁሉ ፣ ከነዚያም ፣ (ጣዖትን) ፣ ከአጋሩት ፣ ይበልጥ ፣ በሕይወት ፣ ላይ ፣ የሚጓጉ ፣ ኾነው ፣ በእርግጥ ፣ ታገኛቸዋለህ ፣ አንዳቸው ፣ ቪሕ ፣ ዓመት ፣ ዕድሜ ፣ ቢሰሰጥ ፣ ይወዳል ፣ እርሱም ፣ ዕድሜ ፣ መሰጠቱ ፣ ከቅጣት ፣ የሚያርቀው ፣ አይደለም ፣ አላህም ፣ የሚሠሩትን ፣ ሁሉ ፣ ተመልካች ፣ ነው ።

97 ለጂብሪል ፣ (ለገብሪል) ፣ ጠላት ፣ የኾነ ፣ ሰው ፣ (በቁጭት ፣ ይሙት) በላቸው ፣ እርሱ ፣ (ቁርአኑን) ፣ ከበፊቱ ፣ ለነበሩት ፣ (መጻሕፍት) ፣ አረጋጋጭ ፣ ለምእመናን ፣ መሪና ፣ ብሰራት ፣ ሲኾን ፣ በአላህ ፣ ፈቃድ ፣ በልብህ ፣ ላይ ፣ አውርዶታልና ።

98 ለአላህና ፣ ለመላእክቱ ፣ ለመልክተኞቹም ፣ ለጂብሪልም ፣ ለሚካልም ፣ (ሚካኤል) ፣ ጠላት ፣ የኾነ ፣ ሰው ፣ አላህ ፣ ለ(እነዚህ) ፣ ከሓዲዎች ፣ ጠላት ፣ ነው ።

99 ወዳንተም ፣ ግልጽ ፣ የኾኑትን ፣ አንቀጾች ፣ በእርግጥ ፣ አውርዶናል ፣ በርሷም ፣ አመጠኞች ፣ እንጂ ፣ ሌላው ፣ አይክድም ።

100 ቃል ፣ ኪዳንንም ፣ ቃል ፣ በገቡ ፣ ቊጥር ፣ ከነርሱ ፣ ከፊሉ ፣ ይጥለዋልን ? (ያፈርሰዋልን) ፣ ይልቁንም ፣ አብዛኞቻቸው ፣ አያምኑም ።

101 እነርሱ ፣ ጋርም ፣ ላለው ፣ (መጽሐፍ) ፣ አረጋጋጭ ፣ የኾነ ፣ መልክተኛ ፣ ከአላህ ፣ ዘንድ ፣ በመጣላቸው ፣ ጊዜ ፣ ከነዚያ ፣ መጽሐፍን ፣ ከተሰጡት ፣ ከፊሉ ፣ እነርሱ ፣ እንደማያውቁ ፣ ኾነው ፣ የአላህን ፣ መጽሐፍ ፣ ከጀርባዎቻቸው ፣ ጎላ ፣ ጣሉ ።

102 ሰይጣናትም ፣ በሱለይማን ፣ (ሰሎሞን) ፣ ዘመነ ፣ መንግሥት ፣ የሚያነቡትን ፣ (ድግምት) ፣ ተከተሉ ፣ ሱለይማንም ፣ አልካደም ፣ (ድግምተኛ ፣ አልነበረም) ፣ ግን ፣ ሰይጣናት ፣ ሰዎችን ፣ ድግምትን ፣ የሚያስተምሩ ፣ ሲኾኑ ፣ ካዱ ፣ ያንንም ፣ በባቢል ፣ በሁለቱ ፣ መላእክት ፣ በሃሩትና ፣ ማሩት ፣ ላይ ፣ የተወረደውን ፣ ነገር ፣ (ያስተምሩዎቻቸዋል) ፣ እኛ ፣ መፈተኛ ፣ ነንና ፣ አትካድ ፣ እስከሚሉም ፣ ድረስ ፣ አንድንም ፣ አያስተምሩም ፣ ከነሱም ፣ በሰውየውና ፣ በሚስቱ ፣ መካከል ፣ በርሱ ፣ የሚለዩበትን ፣ ነገር ፣ ይማራሉ ፣ እነርሱም ፣ በአላህ ፣ ፈቃድ ፣ ካል

ኾነ ፣ በርሱ ፣ አንድንም ፣ ጉጂዎች ፣ አይደሉም ፣ የሚጉዳቸውንና ፣ የማይጠቅማቸውንም ፣ ይማራሉ ፣ የገዛውም ፣ ሰው ፣ ለርሱ ፣ በመጨረሻይቱ ፣ አገር ፣ ምንም ፣ ዕድል ፣ የሌለው ፣ መኾኑን ፣ በእርግጥ ፣ ዐወቁ ፣ ነፍሶቻቸውንም ፣ በርሱ ፣ የሸጡበት ፣ ዋጋ ፣ ከፋ ፣ የሚያውቁ ፣ በኾኑ ፣ ኖሮ ፣ (ባልሠሩት ፣ ነበር) ።

103 እነርሱም ፣ (አይሁዶች) ፣ ባመኑና ፣ በተጠነቀቁ ፣ ኖሮ ፣ (በተመነዱ ፣ ነበር) ፣ የሚያውቁ ፣ ቢኾኑ ፣ ከአላህ ፣ ዘንድ ፣ የኾነው ፣ ምንዳ ፣ (ነፍሶቻቸውን ፣ ከሚሸጡበት) ፣ በላጭ ፣ ነው ።

104 እናንተ ፣ ያመናችሁ ፣ ሆይ ፣ (ለነቢዩ) ፣ ራዲና ፣ (1) አትበሉ ፣ ተመልከተን ፣ በሉም ፣ ስሙም ፣ ለከሓዲዎችም ፣ አላማሚ ፣ ቅጣት አላቸው ።

105 እነዚያ ፣ ከመጽሐፉ ፣ ባለቤቶችና ፣ ከአጋሪዎቹም ፣ የካዱት ፣ በናንተ ፣ ላይ ፣ ከኔታችሁ ፣ የኾነ ፣ መልካም ፣ ነገር ፣ መወረዱን ፣ አይወዱም ፣ አላህም ፣ በችሮታው ፣ (በነቢይነት) ፣ የሚሻውን ፣ ይመርጣል ፣ አላህም ፣ የታላቅ ፣ ችሮታ ባለቤት ፣ ነው ።

106 ከአንቀጽ ፣ ብንለውጥ ፣ ወይም ፣ እርሷን ፣ ብናስረላህ ፣ ከርሷ ፣ የሚበልጥን ፣ ወይም ፣ ብጤዋን ፣ እና መጣለን ፣ አላህ ፣ በነገሩ ፣ ሁሉ ፣ ላይ ፣ ከሃሊ ፣ (ቻይ) ፣ መኾኑን ፣ አታውቅምን ?

107 አላህ ፣ የሰማያትና ፣ የምድር ፣ ንግሥና ፣ ለርሱ ፣ ብቻ ፣ መኾኑን ፣

አታውቅምን ? ለናንተም ፣ ከአላህ ፣ ሌላ ፣ ዘመድና ፣ ረዳት ፣ ምንም ፣ የላችሁም ።

108 በውነቱ ፣ ከአሁን ፣ በፊት ፣ ሙሳ ፣ እንደተጠየቀ ፣ ብጤ ፣ መልክተኛችሁን ፣ ልትጠይቁ ፣ ትፈልጋላችሁን ? በእምነትም ፣ ከሕደትን ፣ የሚለውጥ ፣ ሰው ፣ ትክክለኛውን ፣ መንገድ ፣ በእርግጥ ፣ ተሳሳተ ።

109 ከመጽሐፉ ፣ ባለቤቶች ፣ ብዙዎች ፣ እውነቱ ፣ ከተገለጸላቸው ፣ በጎላ ፣ ከነፍሶቻቸው ፣ በኾነው ፣ ምቀኝነት ፣ ከእምነታችሁ ፣ በጎላ ፣ ከሓዲዎች ፣ አድርገው ፣ ሊመልሱዎችሁ ፣ ተመኙ ። አላህም ፣ ትእዛዙን ፣ እስከሚያመጣ ፣ ድረስ ፣ ይቅርታ ፣ አድርጉ ፣ እለፋቸውም ፣ አላህ ፣ በነገሩ ፣ ሁሉ ፣ ላይ ፣ ከሃሊ ፣ ነውና ።

110 ሶላትንም ፣ አስተካክላችሁ ፣ ስንዱ ፣ ዘካንም ፣ ሰጡ ፣ ለነፍሶቻችሁም ፣ ከበጌ ፣ ሥራ ፣ የምታስቀድሙትን ፣ አላህ ፣ ዘንድ ፣ ታገኙታላችሁ ፣ አላህ ፣ የምትሠሩትን ፣ ሁሉ ፣ ተመልካች ፣ ነውና ።

111 ገነትንም ፣ አይሁድን ፣ ወይም ፣ ክርስቲያኖችን ፣ የኾነ ፣ ሰው ፣ እንጂ ፣ ሌላ ፣ አይገባትም ፣ አሉ ፣ ይህቺ ፣ (ከንቱ) ፣ ምኞታቸው ፣ ናት ፣ እውነተኛች ፣ እንደኾናችሁ ፣ አስረጃችሁን ፣ አምጡ ፣ በላቸው ።

112 አይደለም ፣ (ሌላውም ፣ ይገባታል) ፣ እርሱ ፣ በጌ ፣ ሠሪ ፣ ኾኖ ፣ ፊቱን ፣ ለአላህ ፣ የሰጠ ፣ (1) ሰው ፣ ለርሱ ፣ በኔታው ፣ ዘንድ ፣ ምንዳው ፣ አለው ፣ በነሱም ፣ ላይ ፣

1 ጠብቀን ፣ ለግለትና ፣ ጂሉ ፣ ለግለት ፣ ማሸጫያ ፣ ቃል ፣ ነው ።

1 ፍጹም ፣ ታዛዥ ፣ የኾነ ።

ፍርሃት : የለባቸውም : እነሱም : አያዝኑም ።

113 እነርሱ : መጽሐፉን : የሚያነቡ : ሲኾኑ : አይሁዶች :— ክርስቲያኖች : በምንም : ላይ : አይደሉም : አሉ ፤ ክርስቲያኖችም :— አይሁዶች : በምንም : ላይ : አይደሉም : አሉ ፤ እንደዚሁ : እነዚያ : የማያውቁት : (አጋሪዎች) : የንግግራቸውን : ብጫ : አሉ ፤ (1) አላህም : በዚያ : በርሱ : ይለያዩበት : በነበሩት : ነገር : በትንሣኤ : ቀን : በመካከላቸው : ይፈርዳል ።

114 የአላህንም : መስጊዶች : በውስጣቸው : ስሙ : እንዳይወሳ : ከከለከለና : እርሷንም : በማበላሸት : ከሮጠ : ሰው : ይበልጥ : በዳይ : ማነው? እነዚያ ፈሪዎች : ኾነው : እንጂ : ለነርሱ : ሊገቡዋት : የላቸውም ፤ ለነርሱ : በቅርቡቱ : ዓለም : ውርደት : አላቸው ፤ ለነርሱም : በመጨረሻይቱ : አገር : ታላቅ : ቅጣት : አላቸው ።

115 ምሥራቁም : ምዕራቡም : የአላህ : ነው : (ፈቶቻችሁን) : ወደ : የትም : ብታዞሩ : የአላህ : ፊት : እዚያ : ነው : አላህ : ችሮታው : ሰፊ : ዐዋቂ : ነውና ።

116 አላህም : ልጅ : አለው : አሉ : (ከሚሉት) : ጥራት : ተገባው : አይደለም : በሰማያትና : በምድር : ያለው : ሁሉ : የርሱ : ነው ፤ ሁሉም : ለርሱ : ታዛዦች : ናቸው ።

117 ሰማያትንና : ምድርን : ያለብጤ : ፈጣሪ : ነው ፤ ነገርንም : (ማስገ

ኘት) : በሻ : ጊዜ : ለርሱ : የሚለው :— ኹን : ነው ፤ ወዲያውም : ይኾናል ።

118 እነዚያም : የማያውቁት : (አንተ : መልክተኛ : ስለ : መኾንህ) : አላህ : አያናግረንም : ኖሮአልን? ወይም : (ለውነተኛነትህ) : ታምር አትመጣልንም : ኖሮአልን? አሉ ፤ እንደዚሁ : እነዚያ : ከነሱ : በፊት : የነበሩት : እንደ : ንግግራቸው : ብጫ : ብለዋል ፤ ልቦቻቸው : (በክሕደት) : ተመሳሰሉ ፤ ለሚያረጋግጡ : ሕዝቦች : አንቀጾችን : በእርግጥ : አብራርተናል ።

119 እኛ : አብሳሪና : አስፈራሪ : ኾነህ : በውነት : ላክንህ ፤ ከእሳትም : ጓዶች : አትጠየቅም ።

120 አይሁዶችና : ክርስቲያኖችም : ሃይማኖታቸውን : እስከምትከተል : ድረስ : ካንተ : ፈጽሞ : አይወዱም ፤ የአላህ : መምራት : (ትክክለኛው) : መምራት : እርሱ : ብቻ : ነው ፤ በላቸው ፤ ከዚያም : ዕውቀቱ : ከመጣልህ : በኋላ : ዝንባሌያቸውን : ብትከተል : ለአንተ : ከአላህ : (የሚከለክልልህ) : ዘመድና : ረዳት : ምንም : የለህም ።

121 እነዚያ : መጽሐፉን : የሰጠናቸው : ተገቢ : ንባቡን : ያነቡ ታል ፤ እነዚያ : በርሱ : ያምናሉ : በርሱም : የሚክዱ : እነዚያ : እነርሱ : ከላሪዎቹ : ናቸው ።

122 የእስራኤል : ልጆች : ሆይ : ያችን በናንተ : ላይ : የለገስኳትን : ጸጋ የንና : እኔም : በዓለማት : ላይ : ያበለጥኳችሁ : መኾኔን : አስታውሱ ።

1 ባለ : ሃይማኖቶች : በምንም : ላይ : አይደሉም : አሉ ።

123 (አማኝ) : ነፍሱም : ከ(ከሐዲ) : ነፍስ : ምንንም : የማትጠቅምበትን : ከርሷም : ቤዛ : የማይወስድበትን : ምልጃም : ለርሷ : የማትጠቅምበትን : እነርሱም : የማይረዱበትን : ቀን : ተጠንቀቁ ።

124 ኢብራሂምንም : ጌታው : በቃላት : (በሕግጋት) : በፈተነውና : በፈጸማቸው : ጊዜ : (አስታውስ) ፤ እኔ : ለሰዎች : መሪ : አድራጊህ : ነኝ : አለው : ከዘሮቹም : (አድርግ) : አለ ፤ ቃል : ኪዳኔ : በዳዮቹን : አያገኝም : አለው ።

125 ቤቱንም : (1) ለሰዎች : መመለሻና : ጸጥተኛ : ባደረግን : ጊዜ : (አስታውስ) ፤ ከኢብራሂምም : መቆሚያ : መስገጃን : አድርጉ ፤ ወደ : ኢብራሂምና : ወደ : ኢስማኢልም : ቤቱን : ለዘዋሪዎቹና : ለተቀማጭቹም : ለአጎንባሾች : ሰጋጆቹም : አጥሩ : ስንል : ቃል : ኪዳን : ያዝን ።

126 ኢብራሂም : ባለ : ጊዜ : (አስታውስ) ፤ ጌታዬ : ሆይ : ይህንን : ጸጥተኛ : አገር : አድርግ ፤ ቤተሰቦቹንም : ከነሱ : በአላህና : በመጨረሻው : ቀን : ያመነውን : ሰው : ከፍራዎች : ስጠው ፤ (አላህም) : የካደውንም : ሰው ፤ (እስጠዋለሁ) ፤ ጥቂትም : እጠቅመዋለሁ ፤ ከዚያም : ወደ : እሳት : ቅጣት : አስጠጋዋለሁ ፤ ምን : ትከፋም : መመለሻ ! (አለ) ።

127 ኢብራሂምና : ኢስማኢልም : ጌታችን : ሆይ : ከኛ : ተቀበል ፤ አንተ : ሰሚውና : ዐዋቂው : አንተ : ነህና : የሚሉ : ሲኾኑ :

ከቤቱ : መሠረቶቹን : ከፍ : ባደረጉ : ጊዜ : (አስታውስ) ።

128 ጌታችን : ሆይ ! ላንተ : ታዛዦችም : አድርገን ፤ ከዘሮቻችንም : ላንተ : ታዛዦች : ሕዝቦችን : (አድርግ) ፤ ሕግጋታችንንም : አሳየን ፤ (አሳውቀን) ፤ በኛም : ላይ : ተመለስልን ፤ አንተ : ጸጸትን : ተቀባዩ : ርኅሩኅ : አንተ : ብቻ : ነህና ።

129 ጌታችን : ሆይ ! በውስጣቸውም : ከነሱው : የኾነን : መልክተኛ : በነርሱ : ላይ : እንቀጾችህን : የሚያነብላቸውን : መጽሐፍንና : ጥበብንም : የሚያስተምራቸውን : (ከክሕደት) : የሚያጠራቸውንም : ላክ ፤ አንተ : አሸናፊው : ጥበባኛው : አንተ : ብቻ : ነህና ። (የሚሉም : ሲኾኑ) ።

130 ከኢብራሂምም : ሕግጋት : ነፍሱን : ያቆለ : ሰው : ካልኾነ : በስተቀር : የሚያፈገፍግ : ማነው? (የለም) ፤ በቅርቡቱም : ዓለም : በእርግጥ : መረጥነው ፤ በመጨረሻይቱም : ዓለም : እርሱ : ከመልካሞቹ : ነው ።

131 ጌታው : ለርሱ : ታዘዝ : ባለው : ጊዜ : (መረጠው) ፤ ለዓለማት : ጌታ : ታዘዝኩ : አለ ።

132 በርሷም : (በሕግጋቲቱ) : ኢብራሂም : ልጆቹን : አዘዘ ፤ ያዕቆብም : (እንደዚሁ : ልጆቹን : አዘዘ) ፤ ልጆቹ : ሆይ ! አላህ : ለናንተ : ሃይማኖትን : መረጠ ፤ ስለዚህ : እናንተ : መሰሊሞች : ኾናችሁ : እንጂ : አትሙቱ : (አላቸው) ።

133 ያዕቆብን : ሞት : በመጣበት : ጊዜ : ለልጆቹ : ከኔ : በኋላ : ማንን : ትግገዛላችሁ : ባለ : ጊዜ : ቀራቢ

1 የአላህን : መገዣ : ቤት : ከዕባን ።

ዎች : ነበራችሁን ? (እነርሱም) : አምላክህንና : የአባቶችህን : የኢብራሂምን : የኢስማኢልንና : የኢስሐቅንም : አምላክ : አንድ : የሆነውን : አምላክ : እኛ : ለርሱ : ፍጹም : ታዛዦች : ሆነን : እናመልካለን : አሉ ።

134 ይህች : (የተወላችው) : በእርግጥ : ያለፈች : ሕዝብ : ናት ፤ ለርሷ : የሠራችው : (ምንዳ) : አላት : ለናንተም : የሠራችሁት : (ምንዳ) : አላችሁ : ይሠሩትም : ከነበሩት : አትጠየቁም ።

135 አይሁድን : ወይም : ክርስቲያኖችን : ሹኑ ፤ (ቅኑን : መንገድ) : ትመራላችሁና : አሉም ፤ አይደለም : የኢብራሂምን : ሃይማኖት : ቀጥተኛ : ሲኾን : እንከተላለን ፤ ከአጋሪዎችም : አልነበረም : በላቸው ።

136 በአላህና : ወደኛ : በተወረደው : (ቁርአን) : ወደ : ኢብራሂምም : ወደ : ኢስማኢልና : ወደ : ኢስሐቅም : ወደ : ያዕቆብና : ወደ : ነገዶችም : በተወረደው : በዚያም : ሙሳና : ዒሳ : በተሰጡት : በዚያም : ነበያት : ሁሉ : ከጌታቸው : በተሰጡት : ከነርሱ : በአንድም : መካከል : የማንለይ : ስንኾን : አመንን ፤ እኛም : ለርሱ : (ለአላህ) : ታዛዦች : ነን : በሉ ።

137 በርሱ : ባመናችሁበት : ብጤ : ቢያምኑ : በእርግጥ : ተመሩ ፤ ቢዞሩም : እነርሱ : በጭቅጭቅ : ውስጥ : ብቻ : ናቸው ፤ እነርሱንም : አላህ : ይበቃሃል ፤ እርሱም : ሰሚው : ዐዋቂው : ነው ።

138 የአላህን : (የተፈጥሮ) : መንከር : (እምነት) : ያዙ ፤ በመንከርም :

ከአላህ : ይበልጥ : ያማረ : ማነው ? (ማንም : የለም) : እኛም : ለርሱ : ብቻ : ተገዢዎች : ነን : (በሉ) ።

139 እርሱ : (አላህ) : ጌታችንና : ጌታችሁ : ሲኾን : ለኛም : ሥራችን : ያለን : ስንኾን : ለናንተም : ሥራችሁ : ያላችሁ : ስትኾኑ : እኛም : ለርሱ : ፍጹም : ታዛዦች : ስንኾን : በአላህ : (ሃይማኖት) : ትከራከሩናላችሁን ? በላቸው ።

140 ወይም : ኢብራሂም : ኢስማኢልም : ኢስሐቅም : ያዕቆብም : ነገዶችም : አይሁዶች : ወይም : ክርስቲያኖች : ነበሩ : ትላላችሁን ? እናንተ : ታውቃላችሁን ? ወይንስ : አላህ ? በላቸው ፤ እርሱም : ዘንድ : ከአላህ : የኾነችን : ምስክርነት : ከደበቀ : ሰው : ይበልጥ : በዳይ : ማነው ? አላህም : ከምትሠሩት : ሁሉ : ዘንጊ : አይደለም ።

141 ይህኛ : በእርግጥ : ያለፈች : ሕዝብ : ናት ፤ ለእርሷ : የሠራችው : አላት ፤ ለናንተም : የሠራችሁት : አላችሁ ፤ ይሠሩትም : ከነበሩት : አትጠየቁም ። (1)

* * *

142 ከሰዎቹ : ቁሎቹ : ከዚያች : በርሷ : ላይ : ከነበሩባት : ቁብላቸው : (2) ምን : አዞራቸው ? ይላሉ ፤ ምሥራቁም : ምዕራቡም : የአላህ : ነው ፤ የሻውን : ሰው : ወደ : ቀጥተኛው : መንገድ : ይመራል ፤ በላቸው ።

143 እንደዚሁም : (እንደመራናችሁ) : በሰዎች : ላይ : መስካሪዎች : ልትሆኑና : መልክተኛውም : በና

1 በነርሱ : ለምን : ትመካላችሁ ።
2 በሰዎች : ከሚቅጣዎት : ስፍራ : ከቤተ መቅደስ ።

ንተ : ላይ : መስካሪ : ይሆን : ዘንድ : ምርጥ : ሕዝቦች : አደረግናችሁ ፤ ያችንም : በርሷ : ላይ : የነበርክባትን : አቅጣጫ : መልክተኛውን : የሚከተለውን : ሰው : ወደ : ከሕደት : ከሚመለሰው : ሰው : ልናውቅ : (ልንገልጥ) : እንጅ : ቁብላ : አላደረግናትም : እርሷም : በነዚያ : አላህ : በመራቸው : ሰዎች : ላይ : በስተቀር : በእርግጥ : ከባድ : ናት ፤ አላህም : እምነታችሁን : (ከግደታችሁን) : የሚያጠፋ : አይደለም ፤ አላህ : ለሰዎች : በጣም : ርኅሩኅ : አዛኝ : ነውና ።

144 የፊትህን : ወደ : ሰማይ : መገላበጥ : በእርግጥ : እናያለን ፤ ወደ ምትወዳትም : ቁብላ : እናዞርሃለን ፤ ስለዚህ : ፊትህን : ወደ : ተከበረው : መስጊድ : (ወደ : ካዕባ) : አግጣጫ : አዙር ፤ የትም : ስፍራ : ብትኾኑም : (ስትሰግዱ) : ፊቶቻችሁን : ወደርሱ : አግጣጫ : አዙሩ ፤ እነዚያም : መጽሐፉን : የተሰጡት : እርሱ : ከጌታቸው : ሲኾን : እውነት : መሆኑን : ያውቃሉ ፤ አላህም : ከምትሠሩት : ሥራ : ዘንጊ : አይደለም ።

145 እነዚያንም : መጽሐፍን : የተሰጡትን : በአስረጅ : ሁሉ : ብትመጣቸው : ቁብላህን : አይከተሉም ፤ አንተም : ቁብላቸውን : ተከታይ : አይደለህም ፤ ከፊላቸውም : የከፈሉን : ቁብላ : ተከታይ : አይደሉም ፤ ከዕውቀትም : (ከራዕይ) : ከመጣልህ : በኋላ : ዝንባሊያቸውን : ብትከተል : አንተ : ያን : ጊዜ : ከበዳዮች : ነህ ።

146 እነዚያ : መጽሐፍን : የሰጠናቸው : ወንዶች : ልጆቻቸውን : እንደሚያውቁ : (ሙሐመድን) : ያውቁታል ፤ (1) ከነሱም : የተለዩ : ክፍሎች : እነርሱ : የሚያውቁ : ሲኾኑ : ውነቱን : በእርግጥ : ይደብቃሉ ።

147 (ይህ) : ከጌታህ : የኾነ : እውነት : ነው ፤ ከተጠራጣሪዎቹም : አትሁን ።

148 ለሁሉም : እርሱ : (በሰግደት : ፊቱን) : የሚያዞርባት : አግጣጫ : አለችው ፤ ወደ : መልካም : ሥራዎችም : ተሸቀዳደሙ ፤ የትም : ስፍራ : ብትኾኑ : አላህ : እናንተን : የተሰበሰባችሁ : ኾናችሁ : ያመጣችኋል ፤ አላህ : በነገሩ : ሁሉ : ላይ : ቻይ : ነውና ።

149 ከየትም : (ለጉዞ) : ከወጣህበት : ስፍራ : ፊትህን : ወደ : ተከበረው : መስጊድ : አግጣጫ : አዙር ፤ እርሱም : ከጌታህ : የኾነ : እርግጠኛ : ውነት : ነው ፤ አላህም : ከምትሠሩት : ሥራ : ዘንጊ : አይደለም ።

150 ከየትም : ከወጣህበት : ስፍራ : ፊትህን : ወደ : ተከለለው : መስጊድ : አቅጣጫ : አዙር ፤ በየትም : ስፍራ : ብትኾኑ : ለሰዎቹ : እነዚያ : ከነሱ : የበደሉት : ሲቀሩ : (ሃይማኖታችንን : ይከዳሉ : ቁብላችንን : ይከተላሉ : በማለት) : በናንተ : ላይ : መከራከሪያ : እንዳይኖራቸው : ፊቶቻችሁን : ወደ : አቅጣጫው : አዙሩ ፤ አትፍሩዎቸውም ፤ ፍሩኝም ፤ (በዚህም : ያዘዘኳችሁ : መከራከሪያ : እንዳይኖራቸው) : በናንተም : ላይ :

1 በመጽሐፋቸው : ምልክቱ : ተነግሮአልና ።

ጸጋየን : እንድሞላላችሁና : (ወደ : እውነትም) : እንድትመሩ : ነው ።

151 በውስጣችሁ : ከናንተው : የኾነን : በናንተ : ላይ : አንቀጾቻችንን : የሚያነብላችሁና : የሚያጠራችሁ መጽሐፍንና : ጥበብንም : የሚያስተምራችሁ : ታውቁት : ያልነበራችሁትንም : ነገር : የሚያሳውቃችሁ : የኾነን : መልክተኛ : እንደላክን : (ጸጋን : ሞላንላችሁ) ።

152 አስታውሱኝም ፤ አስታውሳችኋለሁና : ለኔም : አመስግኑ ፤ አትካዱኝም ።

153 እላንተ : ያመናችሁ : ሆይ : በመታገሥና : በሦላት : ተረዱ ፤ አላህ : (በእርዳታው) : ከታጋሾች : ጋር : ነውና ።

154 በአላህ : መንገድ : (ለሃይማኖቱ) : የሚገደሉትን : ሰዎችም : መታን : ናቸው : አትበሉ ፤ በውነቱ : ሕያዋን : ናቸው ፤ ግን : አታውቁም ።

155 ከፍርሃትና : ከረታብም : በጥቂት : ነገር : ከገንዘቦችና : ከነፍሶችም : ከፍራፍሬዎችም : በመቀነስ : በእርግጥ : እንሞክራችኋለን : ታጋሾችንም : (በገነት) : አብስር ።

156 እነዚያን : መከራ ፤ በነካቻቸው : ጊዜ : እኛ : ለአላህ ፤ ነን : እኛም : ወደርሱ : ተመላሾች : ነን : የሚሉትን : (አብስር) ።

157 እነዚያ : በነርሱ : ላይ : ከጌታቸው : የኾኑ : ምሕረቶች : ችሮታም : አልሉ : እነርሱም : (ወደ እውነት) : ተመሪዎቹ : እነርሱ : ናቸው ።

158 ሰፋና : መርዋ : (1) ከአላህ :

1 በመካ : የሚገኙ : ተራራዎች : ናቸው ።

(ትእዛዝ : መፈጸሚያ) : ምልክቶች : ናቸው ፤ ቤቱን : (ከዕባን) : በሐጅ : ወይም : በዑምራህ : ሥራ : የጉበኘ : ሰው : በሁለቱ : (መካከል) : በመመላለስ : በርሱ : ላይ : ኃጢአት : የለበትም ፤ መልካምንም : ሥራ : በፈቃደኛነት : የሠራ : ሰው : (አላህ) : ይመነዳዋል ፤ አላህ : አመሰጋኝ : ዐዋቂ : ነውና ።

159 እነዚያ : ከአንቀጾችና : ከቅን : መምሪያ : ያወረድነውን : ለሰዎች : በመጽሐፉ : ከገለጽነው : በኋላ : የሚደብቁ ፤ እነዚያ : አላህ : ይረግግቸዋል ፤ ረጋሚዎችም : ሁሉ : ይረግግቸዋል ።

160 እነዚያ : (ከመደበቅ) : የተጸጸቱና : (ሥራቸውን) : ያሳመሩም : (የደበቁትን) : የገለጹም : ብቻ : ሲቀሩ ፤ እነዚህም : በነሱ : ላይ : (ጸጸታቸውን) : እቀበላለሁ ፤ እኔም : ጸጸትን : በጣም : ተቀባይ : አዛኙ : ነኝ።

161 እነዚያ : የካዱ : እነርሱ : ከሐዲዎች : ኾነውም : የሞቱ : እነዚያ በነርሱ : ላይ : የአላህና : የመላእክት : የሰዎችም : ሁሉ : ርግማን : አለባቸው ።

162 በውስጡ : (በርግማንዋ : ውስጥ) : ሁልጊዜ : ዘውታሪዎች : ሲኾኑ : ቅጣቱ : ከነሱ : አይቀለልም ፤ እነርሱም : አይቅቆዩም : (ጊዜ : አይሰጡም) ።

163 አምላካችሁም : አንድ : አምላክ : ብቻ : ነው ፤ ከርሱ : በቀር : ሌላ : አምላክ : የለም ፤ (እርሱ) : እጅግ : በጣም : ርገሩገ : አዛኝ : ነው ።

164 ሰማያትንና : ምድርን : በመፍጠር : ሌሊትንና : ቀንንም : በማ

ተካካት : በዚያችም : ሰዎችን : በሚጠቅም : ነገር : (ተጨና) : በባሕር : ላይ : በምትንሻለለው : ታንኳ : አላህም : ከሰማይ : ባወረደው : ውሃና : በርሱም : ምድርን : ከሞተች : በኋላ : ሕያው : በማድረግ : በርሷም : ውስጥ : ከተንቀሳቃሽ : ሁሉ : በመበተኑ : ነፋሶችንም : (በየእቅጣጫው) : በማገለባበጥ : በሰማይና : በምድር : መካከል : በሚንጸውም : ደመና : ለሚያውቁ : ሕዝቦች : እርግጠኛ : ምልክቶች : አልሉ ።

165 ከሰዎችም : ከአላህ : ሌላ : ባላን ጣዎችን : (ጣዎታትን) : አላህን : እንደሚወዱ : የሚወዷቸው : ኾነው : የሚይዙ : አልሉ : እነዚያ : ያመኑትም : አላህን : በመውደድ : (ከነርሱ) : ይበልጥ : የበረቱ : ናቸው ፤ እነዚያም : የበደሉት : ሰዎች : ቅጣትን : (በትንሣኤ : ቀን) : ባዩ : ጊዜ : ጎይል : ሁሉ : ለአላህ : ብቻ : መኾኑንና : አላህም : ቅጣቱ : ብርቱ : መኾኑን : (በአዳኛ : ዓለም) : ቢያውቁ : ኖሮ : (ባላንጣዎችን : በመያዛቸው : በተጸጸቱ : ነበር) ።

166 እነዚያ : አስከታዮቹ : ቅጣትን : ያዩ : ሲኾኑ : ከነዚያ : ከተከታዮች : በተጥራሩና : በነርሱም : (መካከል) : ምክንያቶች : በተቆረጡ : ጊዜ : (የሚኾኑትን : ባወቁ ኖሮ : በተጸጸቱ : ነበር) ።

167 እነዚያም : የተከተሉት : ለኛ : (ወደ : ቅርቡቱ : ዓለም) : አንዲት : ጊዜ : መመለስ : በኖረችንና : ከእኛ : እንደተጥራሩ : ከነርሱ : በተጥራሩን : እንመኛለን : ይላሉ ፤ እንደዚሁ : አላህ : ሥራ

ዎቻቸውን : በነርሱ : ላይ : ጸጸቶች : አድርጎ : ያሳያቸዋል ፤ እነርሱም : ከእሳት : ወጪዎች : አይደሉም ።

168 እላንተ : ሰዎች : ሆይ ! በምድር : ካለው : ነገር : የተፈቀደ : ጣፋጭ : ሲኾን : ብሉ : የሰይጣንንም : እርምጃዎች : አትከታተሉ ፤ እርሱ : ለናንተ : ግልጽ : ጠላት : ነውና ።

169 (እርሱ) : የሚያዛችሁ : በኃጢአትና : በጠያፍ : ነገር : በአላህም : ላይ : የማታውቁትን : እንድትናገሩ : ብቻ : ነው ።

170 ለነርሱም : አላህ : ያወረደውን : ተከተሉ : በተባሉ : ጊዜ : አይደለም : አባቶቻችንን : በርሱ : ላይ : ያገኘንበትን : ነገር : እንከተላለን : ይላሉ : አባቶቻቸው : ምንም : የማያውቁና : (ወደ እውነት) : የማይመሩም : ቢኾኑ : (ይከተሉዋቸዋልን ?)

171 የነዚያም : የካዱት(ና : ወደ : ቅን : መንገድ : የሚጠራቸው : ሰው) : ምሳሌ : እንደዚያ : ድምጽንና : ጥሪን : በስተቀር : ሌላን : በማይሰማ : (እንስሳ) : ላይ : እንደሚጮህ : ብጤ : ነው ፤ (እነርሱ) : ደንቆሮዎች : ዲዳዎች ፤ ዕውሮች : ናቸው ፤ ስለዚህ : እነርሱ : አያውቁም ።

172 እላንተ : ያመናችሁ : ሆይ ! ከነዚያ : ከሰጠናችሁ : ጣፋጮች : ብሉ : ለአላህም : እርሱን : ብቻ : የምትገዙ : እንደኾናችሁ : አመስግኑ ።

173 በናንተ : ላይ : እርም : ያደረገው : በክትንና : ደምን : የእሪያ : ሥጋንም : በርሱም : (ማረድ) : ከአላህ : ስም : ሌላ : የተነሳበትን :

ነገር : ብቻ : ነው ፤ ሺፍታና : ወሰን : አላፈ : ላይኸን : (ለመብላት) : የተገደደ : ሰውም : በርሱ : ላይ : ኃጢአት : የለበትም : አላህ : መሐሪ : አዛኝ : ነውና ።

174 እነዚያ : አላህ : ከመጽሐፍ : ያወረደውን : የሚደብቁ : በርሱም : (በመደበቃቸው) : ጥቂትን : ዋጋ : የሚገዙ : እነዚያ : በሆዶቻቸው : ውስጥ : እሳትን : እንጂ : አይበሉም ፤ አላህም : በትንሣኤ : ቀን : አያናግራቸውም ፤ (ከኃጢአት) : አያጠራቸውምም ፤ ለነርሱም : አሳማሚ : ቅጣት : አላቸው ።

175 እነዚያ : ጥመትን : በቅንነት : ቅጣትንም : በምሕረት : የገዙ : ናቸው ፤ በእሳት : ላይም : ምን : ታጋሽ : አደረጋቸው !

176 ይህ : (ቅጣት) : አላህ : መጽሐፍን : በውነት : ያወረደ : በመኾኑ : ምክንያት(ና : በርሱ : በመካዳቸው) : ነው ፤ እነዚያም : በመጽሐፍ : የተለያዩት : (ከውነት) : በራቀ : ጭቅጭቅ : ውስጥ : ናቸው ።

177 መልካም : ሥራ : ፈቶቻችሁን : ወደ : ምሥራቅና : ምዕራብ : አቅጣጫ : ማዞር : አይደለም ፤ ግን : መልካም : ሥራ : በአላህና : በመጨረሻው : ቀን : በመላእክትም : በመጸሐፍትም : በነቢያትም : ያመነ : ሰው : ገንዘብንም : ከመውደዱ : ጋር : ለዝምድና : ባለቤቶችና : ለየቲሞች : (1) ለምስኪኖችም : ለመንገደኞችም : ለለማኞችም : ለጫንቃዎችም : (ማስለቀቅ) : የሰጠ : ሰውና : ሦላትንም :

1 የቲም ፤ ግለት : አባቱ : የሞተበት : ሕፃን : ነው ።

ደንቡን : ጠብቆ : የሰገደ : ዘካንም : የሰጠ : ቃል : ኪዳንም : በገቡ : ጊዜ : በኪዳኖቸው : የሞሉ (ሰዎች : ሥራ) : ነው ፤ በችግር : በበሺታና : በመር : ጊዜም : ታጋሾችን : (እናወድሳለን) ፤ እነዚህ : እነዚያ : እውነትን : የያዙ : ናቸው ፤ እነርሱ : ናቸው ።

178 እላንተ : ያመናችሁ : ሆይ ! በተገደሉ : ሰዎች : ማመሳሰል : በናንተ : ላይ : ተጻፈ ፤ ነጻ : በነጻ : ባሪያም : በባሪያ : ሴትም : በሴት : (ይገደላሉ) ፤ ለርሱም : (ለገዳዩ) : ከወንድሙ : (ደም) : ትንሽ : ነገር : ምሕረት : የተደረገለት : ሰው : (በመሐሪው : ላይ : ጉማውን) : በመልካም : መከታተል : ወደርሱም : (ወደ : መሐሪው : ገዳዩ) : በመልካም : አኳኋን : መክፈል : አለባቸው ፤ ይህ : ከጌታችሁ : የኾነ : ማቃለልና : እዝነት : ነው ፤ ከዚህም : በኋላ : ሕግን : የተላለፈ : ሰው : ለርሱ : አሳማሚ : ቅጣት : አለው ።

179 ለናንተም : ባለ : አእምሮዎች : ሆይ ! በማመሳሰል : (ሕግ) : ውስጥ : ሕይወት : አላችሁ ፤ ትጠነቀቁ : ዘንድ : (ገዳይን : መግደል : ተደነገላችሁ) ።

180 አንዳችሁን : ሞት : በመጣበት : ጊዜ : ሀብትን : ቢተው : ለወላጆችና : ለቅርብ : ዘመዶች : በበጎ : መናዘዝ : በናንተ : ላይ : ተጻፈ ፤ (ይህ) : በጥንቁቆቹ : ላይ : እርግጠኛ : ድንጋጌ : ተደነገገ ። (1)

181 (ነዛዜውን) : ከሰማውም : በኋላ :

1 ይህ : በውርስ : እንቀጽች : ተሸርክል ።

የለወጠው : ሰው : ኃጢአቱ : በነዚያ : በሚለውጡት : ላይ : ብቻ : ነው ፤ አላህ : ሰሚ : ዐዋቂ : ነውና ።

182 ከተናዛገርም : በኩል : (ከውነት) : መዘንበልን : ወይም : (ከሚረ) : በመጨመር) : ኃጢአትን : ያወቀና : በመካከላቸው : ያስታረቀ : ሰው : በርሱ : ላይ : ኃጢአት : የለበትም ፤ አላህ : በጣም : መሐሪ አዛኝ : ነውና ።

183 እላንተ : ያመናችሁ : ሆይ : ጸም : በነዚያ : ከናንተ : በፊት : በነበሩት : (ሕዝቦች) : ላይ : እንደተጻፈ : በናንተም : ላይ : ተጻፈ : (ተደነባ) : ልትጠነቀቁ : ይከጃላልና ።

184 የተቆጠሩን : ቀኖች : (ጸሙ) ፤ ከናንተም : ውስጥ : በሺተኛ : ወይም : በገዙ : ላይ : የኾነ : ሰው : ከሌሎች : ቀኖች : ቍጥሮችን : መጸም : አለበት ፤ በነዚያም : ጸምን : በማይችሉት : ላይ : ቤዛ : ድኻን : ማብላት : አለባቸው ፤ (ቤዛን : በመጨመር) : መልካምንም : ሥራ : የፈቀደ : ሰው : እርሱ : (ፈቅዶ : መጨመሩ) : ለርሱ : በላጭ : ነው ፤ መጸማችሁም : ለናንተ : የበለጠ : ነው ፤ የምታውቁ : ብትኾኑ : (ትመርጡታላችሁ) ።

185 (እንድትጸሙ : የተጻፈባችሁ) : ያ : በርሱ : ውስጥ : ለሰዎች : መሪ : ከቅን : መንገድና : (ውነትን : ከውሸት) : ከሚለዩም : ገላጮች : (አንቀጾች) : ሲኾን : ቁርአን : የተወረደበት : የረመዳን : ወር : ነው ፤ ከናንተም : ወሩን : ያገኘ : ሰው : ይጸመው ፤ በሺ

ተኛ : ወይም : በገዙ : ላይ : የኾነም : ሰው : ከሌሎች : ቀኖች : ቍጥሮችን : (በልኩ) : መጸም : አለበት : አላህ : በናንተ : ገሩን : (ነገር) : ይሻል ፤ በናንተም : ችግሩን : አይሻም ፤ ቍጥሮችንም : ልትሞሉ : አላህንም : ቅኑን : መንገድ : ስለመራችሁ : ታከብሩትና : ታመሰግኑት : ዘንድ : (ይህንን : ደነገግንላችሁ) ።

186 ባሮቼም : ከኔ : በጠየቁህ : ጊዜ : (እንዲህ : በላቸው) : — እኔ : ቅርብ : ነኝ ፤ የለማኝን : ጸሎት : በለመነኝ : ጊዜ : እቀበለዋለሁ ፤ ስለዚህ : ለኔ : ይታዘዙ ፤ በኔም : ይመኑ ፤ እነሱ : ሊመሩ : ይከጃላልና ።

187 በጸም : ሌሊት : ወደ : ሴቶቻችሁ : መድረስ : ለናንተ : ተፈቀደላችሁ ፤ እነርሱ : ለናንተ : ልብሶች : ናቸው ፤ እናንተም : ለነርሱ : ልብሶች : ናችሁ ፤ አላህ : እናንተ : ነፍሶቻችሁን : የምትበድሉ : መኾናችሁን : ዐወቀ ፤ በናንተም : ላይ : ተመለሰላችሁ ፤ (1) ከናንተም : ይቅርታ : አደረገ ፤ አሁን : ተገናኙዋቸው ፤ አላህም : ለናንተ : የጻፈላችሁን : ነገር : (ልጅን) : ፈልጉ ፤ ከኃህ : የኾነው : ነጩ : ክርም : ከጥቁሩ : ክር : (ከሌሊት : ጨለማ) : ለናንተ : እስከሚገልጽላችሁ : ድረስ : ብሉ ፤ ጠጡም ፤ ከዚያም : ጸምን : እስከሌሊቱ : ድረስ : ሙሉ ፤ እላንተም : በመስጊዶች : ተቀማጮች : ስትኾኑ : አትገናኙዋቸው ፤ ይህች : የአላህ : ሕግጋት : ናትና : (ለመተላለፍ) : አትቅረቧት ፤ እን

1 ጸጸታችሁን : ተቀበል ።

ደዚሁ ፡ አላህ ፡ አንቀጾቹን ፡ ለሰ
 ምች ፡ ያብራራል ፤ እነርሱ ፡ (የተ
 ከለኩትን) ፡ ሊጠነቀቁ ፡ ይከጀ
 ላልና ፡

188 ገንዘቦቻችሁንም ፡ በመካከላችሁ ፡
 በከንቱ ፡ (ያለ ፡ አግባብ) ፡ አት
 ብሉ ፤ እናንተም ፡ የምታውቁ ፡
 ስትኾኑ ፡ ከሰዎች ፡ ገንዘቦች ፡
 ከፊልን ፡ በኃጢአት ፡ ትበሉ ፡
 ዘንድ ፡ ወደ ፡ ጻፍች ፡ አትጣሏት ።

189 (ሙሐመድ ፡ ሆይ !) ከለጋ ፡ ጨረ
 ቆች ፡ (መለዋወጥ) ፡ ይጠይቁሃል ፡
 እነርሱ ፡ ለሰዎች ፡ ጥቅም ፡ ለሐ
 ጅም ፡ (ማወቂያ) ፡ ጊዜያዊ ፡
 (ምልክቶች) ፡ ናቸው ፡ በላቸው ፤
 መልካም ፡ ሥራም ፡ ቤቶችን ፡
 ከጀርባዎቻቸው ፡ በመምጣታችሁ
 አይደለም ፤ ግን ፡ የመልካም ፡
 ሥራ ፡ ባለቤት ፡ የተጠነቀቀ ፡
 ሰው ፡ ነው ፤ ቤቶችንም ፡ ከደጃፎ
 ቻቸው ፡ በኩል ፡ ግቧቸው ፤ አላ
 ህንም ፡ ፍሩ ፡ ልትድኑ ፡ ይከጀ
 ላልና ፡ (በላቸው) ።

190 እነዚያንም ፡ የሚጋደሉዎችሁን ፡
 (ከሐዲዎች) ፡ በአላህ ፡ መንገድ ፡
 ተጋደሉ ፤ ወሰንንም ፡ አትለፉ ፤
 አላህ ፡ ወሰን ፡ አላፈዎችን ፡ አይ
 ወድምና ።

191 ባገኛችሁትም ፡ ስፍራ ፡ ሁሉ ፡
 ግደሉዎቸው ፤ ከአወጧችሁም ፡
 ስፍራ ፡ አውጧቸው ፤ መከራም (1)
 ከመግደል ፡ ይበልጥ ፡ የበረታች ፡
 ናት ፤ በተከበረው ፡ መስጊድም ፡
 ዘንድ ፡ በርሱ ፡ ውስጥ ፡ እስከሚ
 ጋደሉዎችሁ ፡ ድረስ ፡ አትጋደሉ
 ዎቸው ፤ ቢጋደሉዎችሁም ፡ ግደ
 ሉዎቸው ፤ የከሐዲዎች ፡ ቅጣት ፡
 እንደዚህ ፡ ነው ።

192 ቢከከለኩም ፡ አላህ ፡ መሐሪ ፡
 አዛኝ ፡ ነው ።

193 እውክት ፡ እስከማይገኝና ፡ ሃይማ
 ኖት ፡ ለአላህ ፡ ብቻ ፡ እስከሚ
 ኾን ፡ ድረስ ፡ ተጋደሉዎቸው ፤
 ቢከከለኩም ፡ ወሰንን ፡ ማለፍ ፡
 በበጻዮች ፡ ላይ ፡ እንጂ ፡ የለም ፡
 (ወሰን ፡ አትለፉባቸው) ።

194 የተከበረው ፡ ወር ፡ በተከበረው ፡
 ወር ፡ አንጻር ፡ ነው ፤ ክብሮችም ፡
 ሁሉ ፡ ተመሳሳዮች ፡ ናቸው ፤
 በናንተም ፡ ላይ ፡ (በተከበረው ፡
 ወር) ፡ ወሰን ፡ ያለፈባችሁን ፡
 ሰው ፡ በናንተ ፡ ላይ ፡ ወሰን ፡ ባለ
 ፈው ፡ ብጤ ፡ በርሱ ፡ ላይ ፡ ወሰን ፡
 እለፉበት ፤ አላህንም ፡ ፍሩ ፡
 አላህ ፡ ከሚፈሩት ፡ ጋር ፡ መኾ
 ኑንም ፡ ዕውቁ ።

195 በአላህም ፡ መንገድ ፡ ለግሱ ፤
 በእጆቻችሁም ፡ (ነፍሶቻችሁን) ፡
 ወደ ፡ ጥፋት ፡ አትጣሉ ፤ በጉ
 ሥራንም ፡ ሥሩ ፤ አላህ ፡ በጉ ፡
 ሠሪዎችን ፡ ይወዳልና ።

196 ሐጅንና ፡ ዑምራንም ፡ ለአላህ ፡
 ሙሉ ፡ ብትታገዱም ፡ ከሀድይ ፡
 (ከመሥዋዕት) ፡ የተገራውን ፡
 (መሠዋት) ፡ አለባችሁ ፤ ሀድዩም ፡
 (1) እስፍራው ፡ እስከሚደርስ ፡
 ድረስ ፡ ራሶቻችሁን ፡ አትላጩ ፤
 ከናንተም ፡ ውስጥ ፡ በሺተኛ ፡
 ወይም ፡ በራሱ ፡ እውክት ፡ ያለ
 በት ፡ የኾነ ፡ ሰው ፡ (በላጭ) ፡
 ከጸም ፡ ወይም ፡ ከምጽዋት ፡
 ወይም ፡ ከመሥዋዕት ፡ ቤዛ፤ አለ
 በት ፤ ጸጥታም ፡ ባገኛችሁ ፡ ጊዜ ፡
 እስከ ፡ ሐጅ ፡ በዑምራ ፡ የተጣ
 ቀመ ፡ ሰው ፡ ከሀድይ ፡ የተገራ

1 ሀድይ ፡ ማለት ፡ በካዕባ ፡ ለመሠዋት ፡ የሚ
 ነጻ ፡ እንሰላ ፡ ነው ።

ውን ፡ (መሠዋት) ፡ አለበት ፤ ያለ
 ገኘም ፡ ሰው ፡ ሦስትን ፡ ቀኖች ፡
 በሐጅ ፡ ወራት ፤ ሰባትንም ፡ በተ
 መለሳችሁ ፡ ጊዜ ፡ መጸም ፡ አለ
 በት ፤ ይህች ፡ ሙሉ ፡ ዐሥር ፡
 (ቀናት) ፡ ናት ፤ ይህም ፡ (ሕግ) ፡
 ቤተሰቦቹ ፡ ከቅዱሱ ፡ መስጊድ ፡
 አቅራቢያ ፡ ላልኾኑ ፡ ነው ፤ አላህ
 ንም ፡ ፍሩ ፤ አላህም ፡ ቅጣተ ፡
 ብርቱ ፤ መኾኑን ፡ ዕውቁ ።

197 ሐጅ ፡ (ጊዜያቱ) ፡ የታወቁ ፡
 ወሮች ፡ ናቸው ፤ በነርሱም ፡ ውስ
 ጥ ፡ ሐጅን ፡ (እንዲሠራ) ፡ ነፍ
 ሱን ፡ ያስገደደ ፡ ሰው ፡ በሐጅ ፡
 ውስጥ ፡ ሴትን ፡ መገናኘት ፡ ማመ
 ጥም ፡ ክርክርም ፡ የለም ፤ ከበ
 ጉም ፡ ሥራ ፡ የምትሠሩትን ፡
 ሁሉ ፡ አላህ ፡ ያውቀዋል ፤ ተሰነ
 ቁም ፤ ከስንቅም ፡ ሁሉ ፡ በላጩ ፡
 ጥንቃቄ ፡ ነው ፤ የአእምሮዎችም ፡
 ባለቤቶች ፡ ሆይ ፤ ፍሩኝ ።

198 (በሐጅ ፡ ጊዜ ፡ በንግድ ፡ ሥራ) ፡
 ከጌታችሁ ፡ ትርፍን ፡ በመፈለ
 ጋችሁ ፡ በናንተ ፡ ላይ ፡ ኃጢአት ፡
 የለባችሁም ፤ ከዐረፋትም ፡ በጉረ
 ፋችሁ ፡ ጊዜ ፡ መሸዐረልሐራም ፡
 ዘንድ ፡ አላህን ፡ አውሱ ፤ (ለሐጅ)
 ስለመራችሁም ፡ አውሱት ፤ ከመ
 ምራቱ ፡ በፊትም ፡ በእርግጥ ፡
 ከተሳሳቾች ፡ ነበራችሁ ።

199 ከዚያም ፡ (ቁረይሾች ፡ ሆይ) ፡
 ሰዎቹ ፡ ከጉረፋት ፡ ስፍራ ፡
 ጉረፋ ፤ (ተመለሱ) ፤ አላህንም ፡
 ምሕረትን ፡ ለምኑ ፤ አላህ ፡ እጅግ ፡
 መሐሪ ፡ አዛኝ ፡ ነውና ።

200 የሐጅ ፡ ሥራዎቻችሁንም ፡ በፈጸ
 ግችሁ ፡ ጊዜ ፡ አባቶቻችሁን ፡
 እንደምታወሱ ፡ ወይም ፡ ይበ
 ልጥ ፡ የበረታን ፡ ማውሳት ፡ አላ

ህን ፡ አውሱ ፤ ከሰዎችም ፡ ውስጥ ፡
 ፡ ጌታችን ፡ ሆይ ፤ በምድረ ፡
 ዓለም ፡ መልካም ፡ ዕድልን ፡
 ስጠን ፡ የሚል ፡ ሰው ፡ አልለ ፤
 ለርሱም ፡ በመጨረሻይቱ ፡ አገር ፡
 ከዕድል ፡ ምንም ፡ የለውም ።

201 ከነርሱም ፡ ውስጥ ፡— ጌታችን ፡
 ሆይ ፤ በምድረ ፡ ዓለም ፡ ደግን ፡
 ነገር ፡ (ጸጋን) ፡ በመጨረሻይ
 ቱም ፡ አገር ፡ ደግን ፡ ነገር ፡ (ገነ
 ትን) ፡ ስጠን ፤ የእሳትንም ፡ ቅጣት
 ጠብቀን ፡ የሚሉ ፡ ሰዎች ፡ አልሉ፤

202 እነዚያ ፡ ከሠሩት ፡ በጉ ፡ ሥራ ፡
 ለነርሱ ፡ ዕድል ፡ አላቸው ፤ አላ
 ህም ፡ ምርመራው ፡ ፈጣን ፡ ነው ።

203 በተቆጠሩ ፡ ቀኖችም ፡ ውስጥ ፡
 (በሚና ፡ ጠጠሮችን ፡ ስትወረ
 ውሩ) ፡ አላህን ፡ አውሱ ፤ በሁ
 ለት ፡ ቀኖችም ፡ ውስጥ ፡ (በመ
 ኼድ) ፡ የተቻኮለ ፡ ሰው ፡ በርሱ ፡
 ላይ ፡ ኃጢአት ፡ የለበትም ፤ የቆ
 የም ፡ ሰው ፡ በርሱ ፡ ላይ ፡ ኃጢ
 አት ፡ የለበትም ፤ (ይህም) ፡ አላ
 ህን ፡ ለፈራ ፡ ሰው ፡ ነው ፤ አላህ
 ንም ፡ ፍሩ ፤ እናንተ ፡ ወደርሱ ፡
 የምትሰበሰቡ ፡ መኾኖችሁንም ፡
 ዕውቁ ።

204 ከሰዎችም ፡ ውስጥ ፡ እርሱ ፡ ክር
 ክረ ፡ ብርቱ ፡ ሲኾን ፡ በቅርቡ ፡
 ሕይወት ፡ ንግግሩ ፡ የሚደንቅህና ፡
 በልቡ ፡ ውስጥ ፡ ባለው ፡ ነገር ፡
 ላይ ፡ አላህን ፡ የሚያስመሰክር ፡
 ሰው ፡ አልለ ።

205 (ካንተ) ፡ በዙሪም ፡ ጊዜ ፡ በምድር ፡
 ላይ ፡ በውስጡ ፡ ሊያበላሽና ፡ አዝ
 መራንና ፡ እንሰላዎችን ፡ ሊያ
 ጠፋ ፡ ይርጣል ፤ አላህም ፡ ማበ
 ላሽትን ፡ አይወድም ።

1 በክልከላው ፡ ወራት ፡ ከአገር ፡ መሳሪያ

206 ለርሱ : አላህን : ፍራ : በተባለም : ጊዜ ፤ ትዕቢቱ : በኃጢአት : (ሥራ) : ላይ : ትገፋፋዋለች ፤ ገሀነምም : በቂው : ናት ፤ (እርሷም) : በእርግጥ : የከፋች : ምን ጣፍ : ናት ።

207 ከሰዎችም : ውስጥ : የአላህን : ውዴታ : ለመፈለግ : ነፍሱን : የሚሸጥ : ሰው : አልለ ፤ አላህም : ለባርቶ : በጣም : ርገሩህ : ነው ።

208 እላንተ : ያመናችሁ : ሆይ ! ሁላችሁም : በመታዘዝ : ውስጥ : ግቡ ፤ የሰይጣንንም : እርምጃዎች : አትከተሉ ፤ እርሱ : ለናንተ ግልጽ : ጠላት : ነውና ።

209 ግልጽ : ማስረጃዎችም : ከመጡላችሁ : በኋላ : ብትዘነበሉ : አላህ : አሸናፊ : ጥበበኛ : መኾኑን : ዕውቁ ።

210 አላህ : (ቅጣቱ)ና : መላእክቱ : ከደመና : በኾኑ : ጥላዎች : ውስጥ : ሊመጡዎቸው : እንጂ : አይጠባበቁም ፤ ነገሩም : ተፈጸመ ፤ ነገሮችም : ሁሉ : ወደ : አላህ : ይመለሳሉ ።

211 የእስራኤልን : ልጆች : ከግልጽ : ታምር : ስንትን : እንደሰጠናቸው ጠይቃቸው ፤ የአላህንም : ጸጋ : ከመጣችላት : በኋላ : የሚለወጥ : ሰው : አላህ : ቅጣተ : ብርቱ : ነው ።

212 ለነዚያ : ለካዱት : ከነዚያ : ካመኑት : የሚሳለቁ : ሲኾኑ : ቅርቤቱ : ሕይወት : ተሸለመችላቸው ፤ እነዚያም : የተጠነቀቁት : በትንሣኤ : ቀን : ከበላያቸው : ናቸው ፤ አላህም ለሚሻው : ሰው : ያለ : ግምት : ይሰጣል ።

213 ሰዎቹ : ሁሉ : አንድ : ሕዝብ : ነበሩ ፤ (ተለያዩ) ፤ አላህም : ነቢያትን : አብላሪዎችና : አስፈራሪዎች : አድርጎ ፤ ላከ ፤ ከነርሱም : ጋር : መጸሕፍትን : በሰዎቹ : መካከል : በዚያ : በርሱ : በተለያዩ ቦታት : ነገር : ይፈርድ : ዘንድ : በእውነት : አወረደ ፤ በርሱም : (በሃይማኖት) : ግልጽ : አስረጂዎች : ከመጡላቸው : በኋላ : በመካከላቸው : ለኾነው : ምቀኝነት : እነዚያው : የተሰጡት : እንጅ : አልተለያዩበትም ፤ አላህም : እነዚያን : ያመኑትን : ሰዎች : ለዚያ : ከውነት : በርሱ : ለተለያዩበት : በፈቃዱ : መራቸው ፤ አላህም : የሚሻውን : ሰው : ወደ : ቀጥተኛው : መንገድ : ይመራል ።

214 በውነቱ : የነዚያ : ከበፊታችሁ : ያለፉት : (ምእምናን : መከራ) : ብጤ : ሳይመጣባችሁ : ገነትን : ልትገቡ : ታስባላችሁን ? መልክተኛውና : እነዚያ : ከርሱ : ጋር : ያመኑት : የአላህ : እርዳታ : መቼ : ነው ? እስከሚሉ : ድረስ : መከራና : ጉዳት : ነካቻቸው ፤ ተርበደበዱም ፤ ንቁ : የአላህ : እርዳታ : በእርግጥ : ቅርብ : ነው : (ተባሉም) ።

215 ምንን : (ለማንም) : እንደሚለግሱ : ይጠይቁሃል ፤ ከመልካም : ነገር : የምትለግሱት ፤ ለወላጆችና : ለቅርብ : ዘመዶች : ለየቲሞችም : ለድኾችም : ለመንገደኞችም : ነው ፤ ከበጎ : ነገርም : ማንኛውንም : ብትሠሩ : አላህ : እርሱን : ዐዋቂ : ነው : በላቸው ።

216 (ከሐዲዎችን) : መጋደል : እርሱ : ለናንተ : የተጠላ : ሲኾን : በና

ንተ : ላይ : ተጻፈ ፤ አንዳች : ነገርን : እርሱ : ለናንተ : የበለጠ : ሲኾን : የምትጠሉት : መኾናችሁ : ተረጋገጠ ፤ አንዳችንም : ነገር : እርሱ : ለናንተ : መጥፎ : ሲኾን : የምትወዱት : መኾናችሁ : ተረጋገጠ ፤ አላህም : (የሚሻላችሁን) : ያውቃል ፤ ግን : እናንተ : አታውቁም ።

217 ከተከበረው : ወር : (ከረጀብ) : በርሱ : ውስጥ : ከመጋደል : ይጠይቁሃል ፤ በላቸው : — በርሱ : ውስጥ : መጋደል : ታላቅ : (ኃጢአት) : ነው ፤ ግን : ከአላህ : መንገድ : (ሰዎችን) : መከልከል : በርሱም : መካድ : ከተከበረውም : መስጊድ : (ማገድ) : ባለቤቶቹንም : ከርሱ : ማውጣት : አላህ : ዘንድ : ይበልጥ : ታላቅ : (ወንጀል) : ነው ፤ ፈተናም : (ማጋራት) : ከመግደል : ይበልጥ : ከባድ : ነው ፤ (ከሐዲዎች) : ቢችሉ : ከሃይማኖታችሁ : እስከሚመልሳችሁ : ድረስ : የሚዋጉዎችሁ : ከመኾን : አይባዝኑም ፤ ከናንተ : ውስጥም : ከሃይማኖቱ : የሚመለስና : እርሱም : ከሐዲ : ኾኖ : የሚሞት : ሰው : እነዚያ : (በጎ) : ሥራቸው : በቅርቤቱም : በመጨረሻይቱም : አገር : ተበላሸች ፤ እነዚያ : የአላት : ጓደኞች : ናቸው ፤ እነርሱ : በርሷ : ውስጥ : ዘውታሪዎች : ናቸው ።

218 እነዚያ : ያመኑትና : እነዚያም : (ከአገራቸው) : የተሰደዱት : በአላህም : መንገድ : ላይ : የተጋደሉት : እነዚያ : የአላህን : እዝነት : ይከጅላሉ ፤ አላህም : እጅግ : መሐሪ : አዛኝ : ነው ።

219 አእምሮን : ከሚቃወም : መጠጥና : ከቁጣር : ይጠይቁሃል ፤ በሁለቱም : ውስጥ : ታላቅ : ኃጢአትና : ለሰዎች : ጥቅሞች : አሉ ባቸው ፤ ግን : ኃጢአታቸው : ከጥቅማቸው : በጣም : ትልቅ : ነው : በላቸው ፤ ምንን : እንደሚመጸውቱም : (መጠኑን) : ይጠይቁሃል ፤ ትርፍን : (መጽውቱ) : በላቸው ፤ እንደዚሁ : ታስተነትኑ : ዘንድ : አላህ : ለናንተ : አንቀጾችን : ይገልጽላችኋል ።

220 በቅርቤቱ : ዓለምና : በመጨረሻይቱ : ታስተነትኑ : ዘንድ : (ይገለጽላችኋል) ፤ ከየቲሞችም : ይጠይቁሃል ፤ ለነርሱ : (ገንዘባቸውን : በማራባት) : ማሳመር : በላጭ : ነው ፤ ብትቀላቀሏቸውም : ወንድሞቻችሁ : ናቸው ፤ አላህም : የሚያጠፋውን : ከሚያበጀው : (ለይቶ) : ያውቃል ፤ አላህም : በሻ : ኖሮ : ባስቸገራችሁ : ነበር ፤ አላህ : አሸናፊ : ጥበበኛ : ነውና ፤ በላቸው ።

221 (በአላህ) : አጋሪ : የሆኑ : ሴቶች : እስከሚያምኑ : ድረስ : አታግቡዎቸው ፤ ከአጋሪይቱ : ምንም : ብትደንቃችሁም : እንኳ : ያመነችው : ባሪያ : በእርግጥ : በላጭ : ናት ፤ ለአጋሪዎቹም : እስከሚያምኑ : ድረስ : አትዳሩላቸው ፤ ከአጋሪው : (ጌታ) : ምንም ቢደንቃችሁ : ምእምኑ : ባሪያ : በላጭ : ነው ፤ እነዚያ : (አጋሪዎች) : ወደ : አላት : ይጠራሉ ፤ አላህም : በፈቃዱ : ወደ : ገነትና : ወደ : ምሕረት : ይጠራል ፤ ሕግጋቱንም : ለሰዎች : ይገልጻል ፤ እነርሱ : ሊገሡጹ : ይከጀላልና ።

- 222 ከወር: አበባም: ይጠይቁሃል፤
እርሱ: የተበከለ: ነው፤ ሴቶችን
ም: በወር: አበባ: ጊዜ: ራቋቸው፤
ንጹሕ: እስከሚኾኑም: ድረስ:
አትቅረቡዎቸው ፤ ንጹሕ: በኾ
ኑም: ጊዜ: አላህ: ካዘዛችሁ:
ስፍራ: ተገናኙዎቸው ፤ አላህ:
(ከኃጢአት): ተመላሾችን: ይወ
ዳል ፤ ተጥራሪዎችንም: ይወ
ዳል ፤ በላቸው ።
- 223 ሴቶቻችሁ: ለናንተ: እርሻ:
ናቸው ፤ እርሻችሁንም: በፈለጋ
ችሁት: ኹነታ: ድረስ ፤ ለነፍሶ
ቻችሁም: (መልካም: ሥራን):
አስቀድሙ ፤ አላህንም: ፍሩ ፤
እናንተም: ተገናኝዎቹ: መኾና
ችሁን: ዕወቁ ፤ ምእመናንንም:
(በገነት): አብስር ።
- 224 መልካም: እንዳትሠሩ: አላህ
ንም: እንዳትፈሩ: በሰዎችም:
መካከል: እንዳታስታርቁ: አላ
ህን: ለመሐሎቻችሁ: ግርዶ:
አታድርጉ ፤ አላህም: ሰሚ:
ዐዋቂ: ነው ።
- 225 በመሐሎቻችሁ: በውድቁ: (ሳታ
ስቡ: በምትምሉት): አላህ: አይ
ይዛችሁም ፤ ግን: ልቦቻችሁ:
ባሰቡት: ይይዛችኋል ፤ አላህም:
በጣም: መሐሪ: ታጋሽ: ነው ።
- 226 ለነዚያ: ከሴቶቻቸው: (ላይቀ
ርቡ): ለሚምሉት: አራትን:
ወሮች: መጠበቅ: አለባቸው፤
(ከመሐላቸው): ቢመለሱም:
አላህ: መሐሪ: አዛኝ: ነው ።
- 227 መፍታትንም: ቁርጥ: አሳብ:
ቢያደርጉ: (ይፍቱ) ፤ አላህም:
ሰሚ: ዐዋቂ: ነው ።

- 228 የተፈቱ: ሴቶችም: ነፍሶቻቸ
ውን: (ከማግባት): ሦስትን:
ቁርእ: (1) ይጠብቁ ፤ በአላህና:
በመጨረሻውም: ቀን: የሚያ
ምኑ: ቢኾኑ: አላህ: በማሕፀኖ
ቻቸው: ውስጥ: የፈጠረውን:
ሊደብቁ: ለነርሱ: አይፈቀድላ
ቸውም ፤ ባሎቻቸውም: በዚህ:
ውስጥ: እርቅን: ቢፈልጉ: በመ
ማለሳቸው: ተገቢዎች: ናቸው ፤
ለነርሱም: (ለሴቶች): የዚያ:
በነርሱ: ላይ: ያለባቸው: (ግዳጅ)
ብጤ: በመልካም: አኑዋኑዋር:
(በባሎቻቸው: ላይ: መብት):
አላቸው ፤ ለወንዶችም: (ጣጣቸ
ውን: ስለሚሸከሙ): በነሱ:
ላይ: ብልጫ: አላቸው ፤ አላ
ህም: አሸናፊ: ጥበበኛ: ነው ።
- 229 ፍች: ሁለት: ጊዜ: ነው ፤ (ከዚህ:
በኋላ): በመልካም: መያዝ:
ወይም: በበጎ: አኳኋን: ማሰና
በት: ነው ፤ የአላህንም: ሕግ
ጋት: አለመጠበቃቸውን: ካላ
ወቁ: በስተቀር: ከሰጣችኋቸው:
ነገር: ምንንም: ልትወስዱ:
ለናንተ: (ለባሎች): አይፈቅድላ
ችሁም ፤ የአላህንም: ሕግጋት:
አለመጠበቃቸውን: ብታውቁ:
በርሱ: (ነፍሷን): በተበገኙበት:
ነገር: በሁለቱም: ላይ: ኃጢ
አት: የለም ፤ ይህች: የአላህ:
ሕግጋት: ናት ፤ አትተላለግላችሁም ፤
የአላህንም: ሕግጋት: የሚተላ
ለፉ: እነዚያ: እነርሱ: በዳዮች:
ናቸው ።
- 230 (ሦስተኛ): ቢፈታትም: ከዚህ:
በኋላ: ሌላን: ባል: እስከምታ

1 ሦስት: የወር: አበባ: ወይም: ሦስት: የወር:
አበባ: ጥራት።

- ገባ: ድረስ: ለርሱ: አትፈቀድ
ለትም ፤ (ሁለተኛው: ባል): ቢፈ
ታትም: የአላህን: ሕግጋት:
መጠበቃቸውን: ቢያውቁ: በመ
ማለሳቸው: በሁለቱም: ላይ:
ኃጢአት: የለባቸውም ፤ ይህ
ችም: የአላህ: ሕግጋት: ናት:
ለሚያውቁ: ሕዝቦች: ያብራራ
ታል ።
- 231 ሴቶችን: በፈታችሁና: (የዲዳ):
ጊዜያቸውን: በደረሱ: ጊዜ: (1)
በመልካም: ያዙዎቸው ፤ (ተማለ
ሷቸው) ፤ ወይም: በመልካም:
ኹነታ: አሰናብቱዎቸው ፤ ለመጉ
ዳትም: ወሰን: ታልፋቸው:
ዘንድ: አትያዙዎቸው ፤ ይህን
ንም: የሚሠራ: ሰው: ነፍሱን:
በእርግጥ: በደለ ፤ የአላህንም:
አንቀጾች: ማላገጫ: አድርጋ
ችሁ: አትያዙ ፤ የአላህንም:
ጸጋ: በናንተ: ላይ: ያደረገውን:
ከመጽሐፍና: ከጥበብም: በርሱ:
የሚገሥጹትሁ: ሲኾን: በናንተ:
ላይ: ያወረደውን: አስታውሱ ፤
አላህንም: ፍሩ ፤ አላህም: ነገ
ሩን: ሁሉ: ዐዋቂ: መኾኑን:
ዕወቁ ።
- 232 ሴቶችንም: በፈታችሁና: ጊዜ
ያቸውን: በደረሱ: ጊዜ: በመካ
ከላቸው: በሕግ: በተዋደዱ:
ጊዜ: ባሎቻቸውን: ከማግባት:
አታስተንጉሏቸው: ይህ: (መከ
ልከል): ከናንተ: በአላህና: በመ
ጨረሻው: ቀን: የሚያምን:
ሰው: በርሱ: ይገሠጽበታል ፤
ይሃችሁ: ለናንተ: በላዊ: ነው ፤
(ከመጠርጠር): አጥሪም: ነው ፤

- አላህም: ያውቃል ፤ እናንተ: ግን:
አታውቁም ።
- 233 እናቶችም: ልጆቻቸውን: ሙሉ:
የኾኑን: ሁለት: ዓመታት:
ያጥቡ ፤ (ይህም): ማጥባትን:
መሙላት: ለሻ: ሰው: ነው ፤
ለርሱም: በተወለደለት: (አባት):
ላይ: ምግባቸውና: ልብሳቸው:
በችሎታው: ልክ: አለበት ፤
ነፍስ: ችሎታዎን: እንጂ: አትገ
ደድም ፤ ወላጇት: (እናት): በል
ጅዋ: ምክንያት: ለርሱ: የተወ
ለደለትም: (አባት): በልጁ:
ምክንያት: አይጎዳዱ ፤ በወራ
ሽም: ላይ: እንደዚሁ: ብጤ:
(1) አለበት ፤ (ወላጆቹ): ከሁለ
ቱም: በኾነ: መዋደድና: መመ
ካከር: (ልጁን: ከጡት): መነ
ጠልን: ቢፈልጉ: በሁለቱም:
ላይ: ኃጢአት: የለባቸውም ፤
ልጆቻችሁንም: ለሌሎች: አጥ
ቢዎች: ማስጠባትን: ብትፈ
ልጉ: ልትሰጡ: የሻችሁትን:
በመልካም: ኹነታ: በሰጣችሁ:
ጊዜ: (በማስጠባታችሁ): በና
ንተ: ላይ: ኃጢአት: የለባች
ሁም ፤ አላህንም: ፍሩ ፤ አላህም:
የምትሠሩትን: ሁሉ: ተመል
ካች: መኾኑን: ዕወቁ ።
- 234 እነዚያም: ከናንተ: ውስጥ: የሚ
ሞቱና: ሚስቶችን: የሚተዉ:
(ሚስቶቻቸው): በነፍሶቻቸው:
አራት: ወሮች: ከዐሥር: (ቀናት:
ከጋብቻ): ይታገሡ ፤ ጊዜያቸ
ውንም: በጨረሱ: ጊዜ: በነፍ
ሶቻቸው: በታወቁ: ሕግ: በሠ
ሩት: ነገር: በናንተ: ላይ: ኃጢ

1 ለመጨረስ: በተቃረኑ: ጊዜ ።

1 መመገብና: ግልበስ ።

አት : የለባችሁም ፤ አላህም : በምትሠሩት : ሁሉ : ውስጥ : ዐዋቂ : ነው ።

235 ሴቶችንም : ከማጩት : በርሱ : ባሸሞራችሁበት : ወይም : በነፍሱ ሶቻችሁ : ውስጥ : (ለማግባት) : በደበቃችሁት : በናንተ : ላይ : ኃጢአት : የለባችሁም : አላህ : እናንተ : በእርግጥ : የምታስታውሳቸው : መኾናችሁን : ዐወቀ ፤ (ስለዚህ : ማሸሞርንና : ማሰብን : ፈቀደላችሁ) ፤ ግን : በሕግ : የታወቀን : ንግግር : የምትነጋገሩ : ካልኾናችሁ : በስተቀር ፤ ምስጢርን : (ጋብቻን) : አትቃጠሩዋቸው ፤ የተጻፈውም : (ዲዳህ) : ጊዜውን : እስከሚደርስ : ድረስ : ጋብቻን : ለመዋዋል : ቁርጥ : ሐሳብ : አታድርጉ ፤ አላህም : በነፍሶቻችሁ : ያለውን : ነገር : የሚያውቅ : መኾኑን : ዕውቁ ፤ ተጠንቀቁትም ፤ አላህም : መሐሪ : ታጋሽ : መኾኑን : ዕውቁ ።

236 ሴቶችን : ሳትነኳቸው : (ሳትገናኙ) : ወይም : ለነሱ : መሀርን : ሳትወስኑላቸው : ብትፈታቸው : በናንተ : ላይ : ኃጢአት : የለባችሁም ፤ (ዳረጉት : በመስጠት : መፍታት : ትችላላችሁ) : ጥቀሟቸውም ፤ በሀብታም : ላይ : ችሎታው : በድካም ላይ : ችሎታው : (አቅሙ : የሚፈቅደውን : መስጠት) : አለበት ፤ በልካም : የኾነን : መጥቀም : በቡጉ : ሠሪዎች : ላይ የተረጋገጠን (ጥቀሟቸው) ።

237 ለነርሱም : መወሰንን : በእርግጥ : የወሰናችሁላቸው : ስትኾኑ : ሳትነኳቸው : በፊት : ብትፈታቸው : ካልማሩዋችሁ : ወይም : ያ : የጋብቻው : ውል : በእጁ :

የኾነው : (ባልዮው) : ካልማረ : በስተቀር : የወሰናችሁት : ግማሹ : አላቸው ፤ ምሕረትም : ማድረጋችሁ : ወደ : አላህ : ፍራቻ : በጣም : የቀረበ : ነው ፤ በመካከላችሁም : ችሮታን : አትርሱ ፤ አላህ : የምትሠሩትን : ሁሉ : ተመልካች : ነውና ።

238 በሰላቶች : (በተለይ) : በመካከለኛይቱም : ሦላት : ላይ : ተጠባበቁ ፤ ታዛዦች : ኾናችሁም : ለአላህ : ቁሙ ።

239 ብትፈሩም : እግረኞች : ወይም : ጋላቢዎች : ኾናችሁ : (ስገዳ) : ጸጥተኞችም : በኾናችሁ : ጊዜ : ታውቁት : ያልነበራችሁትን : እንደ : አሳወቃችሁ : አላህን : አውሱ : (ስገዳ) ።

240 እነዚያ : ከናንተ : ውስጥ : የሚሞቱ : (1) ሚስቶችንም : የሚተወ : ለሚስቶቻቸው : (ከቤታቸው) : የማይወጡ : ሲኾኑ : ዓመት : ድረስ : መጠቀምን : ነዛዜን : (ደናዘዙ) ፤ በፈቃዳቸው : በወጡም : በሕግ : ከታወቀው : ነገር : በነፍሶቻቸው : በሠሩት : በናንተ : (በሳቸው : ዘመዶች) : ላይ : ኃጢአት : የለባችሁም : አላህም : አሸናፊ : ጥበበኛ : ነው ። (2)

241 ለተፈቱ : ሴቶችም : በችሎታ : መጠን : ዳረጉት : አላቸው ፤ አላህን : በሚፈሩ : ላይ : ተደንግጓል ።

1 ለመሞት : የቀረቡ ።
 2 ይህ : እንቀጽ : በዚህ : ምዕራፍ : 234 አንቀጽ : በምዕራፍ : 4 : አንቀጽ : 12 ተሸርአል ።

242 እንደዚህ : አላህ : አንቀጾቹን : ታውቁ : ዘንድ : ለናንተ : ያብራራላችኋል ።

243 ወደ : እነዚያ : እነርሱ : ብዙ : ሺሕ : ኾነው : ሞትን : ለመፍራት : ከሀገሮቻቸው : ወደ : ወጡት : ሰዎች : ዕውቀትህ : አልደረሰምን ? አላህም : ለነርሱ : ሙቱ : አላቸው ፤ (ሞቱም) ፤ ከዚያም : ሕያው : አደረጋቸው ፤ አላህም : በሰዎች : ላይ : ባለ : ችሮታ : ነው ፤ ግን : አብዛኛዎቹ : ሰዎች : አያመሰግኑም ።

244 በአላህም : መንገድ : (ሃይማኖት) : ተጋደሉ ፤ አላህም : ለሚዐዋቁ : መኾኑን : ዕውቁ ።

245 ያ : ለአላህ : መልካም : ብድርን : የሚያበድርና : ለርሱ : (አላህ) : ብዙ : እጥፎች : አድርጎ : የሚያነባብርለት : ማነው ? አላህም : ይጨብጣል ፤ ይዘረጋልም ፤ ወደ : እርሱም : ትመለሳላችሁ ።

246 ከእስራኤል : ልጆች : ከሙሳ : በኋላ : ወደ : ነበሩት : ጭፍሮች : ለነቢያቸው : (ለሳሙኤል) ፡— ለኛ : ንጉሥን : አስነሳልን : በአላህ : መንገድ : እንዋጋለን ፤ ባሉ : ጊዜ : አላየህምን ? (አላወቅህምን ?) ፡— መዋጋት : በጸፍባችሁ : አትዋጉም : ይኾናል : አላቸው ፤ ከሀገሮቻችንና : ከልጆቻችን : የተባረርን : ስንኾን : በአላህ : መንገድ : የማንዋጋ : ለኛ : ምን : አለን ? አሉ ፤ በነርሱ : ላይ : መዋጋት : በተጻፈባቸውም : ጊዜ ፤ ከነርሱ : ጥቂቶች : ሲቀሩ : አፈገፈጉ ፤ አላህም : በዳዮቹን : ዐዋቂ : ነው ።

247 ነቢያቸውም : ለነርሱ ፡— አላህ : ጧሉትን : (ሳኦልን) : ንጉሥ : አድርጎ : በእርግጥ : ላከላችሁ : አላቸው ፤ (እነርሱም) ፡— እኛ : ከእርሱ : ይልቅ : በንግሥና : ተገቢዎች : ስንኾን : ከሀብትም : ስፋትን : ያልተሰጠ : ሲኾን ፤ ለርሱ : በኛ : ላይ : እንዴት : ንግሥና : ይኖረዋል ? አሉ ፤ (ነቢያቸውም) ፡— አላህ : በናንተ : ላይ : መረጠው ፤ በዕውቀትና : በአካልም : ስፋትን : ጨመረለት ፤ አላህም : ንግሥናውን : ለሚሻው : ሰው : ይሰጣል ፤ አላህም : ችሮታው : ሰፊ : ዐዋቂ : ነው : አላቸው ።

248 ነቢያቸውም : ለነርሱ ፡— የንግሥናው : ምልክት : ከጌታችሁ : የኾነ : እርጋታ : የሙሳ : ቤተሰብና : የሃሩን : ቤተሰብ : ከተወትም : ቅርስ : በውስጡ : ያለበት : መላእክት : የሚሸከሙት : ኾኖ : ሳጥኑ : ሊመጣላችሁ : ነው ፤ አማኞች : ብትኾኑ : በዚህ : ለናንተ : እርግጠኛ : ምልክት : አልለ : አላቸው ።

249 ጧሉትም : በሠራዊቱ : (ታጅቦ) : በወጣ : ጊዜ ፡— አላህ : በወንዝ : (ውሃ) : ፈታኛችሁ : ነው : ከርሱም : የጠጣ : ሰው : ከእኔ : አይደለም ፤ ያልቀመሰውም : ሰው : በእጁ : መዝገንን : የዘገነ : ሰው : ብቻ ፤ ሲቀር : እርሱ : ከኔ : ነው : አለ ፤ ከነርሱም : ጥቂቶች : ሲቀሩ : ከርሱ : ጠጡ ፤ እርሱና : እነዚያም : ከርሱ : ጋር : ያመኑት : (ወንዙን) : ባለፉት : ጊዜ ፡— ጃሎትንና : ሠራዊቱን : በመዋጋት : ለኛ : ዛሬ : ችሎታ : የለንም : አሉት ፤ እነዚያ : እነርሱ ፡

አላህን : ተገናኝዎች : መኾናቸውን : የሚያረጋግጡት ። ከጥቂት : ጭፍራ : በአላህ : ፈቃድ : ብዙን : ጭፍራ : ያሸነፈች : ብዙ : ናት ፤ አላህም : ከታጋሾች : ጋር : ነው ። አሉ ።

250 ለጃሎትና : ለሠራዊቱ : በተሰለፉም : ጊዜ ። — ጌታችን : ሆይ ! በእኛ : ላይ : ትእግሥትን : አንጋቧል ፤ ጫማዎቻችንንም : አደላድል ፤ በከሐዲያን : ሕዝቦችም : ላይ : እርዳን : አሉ ።

251 በአላህም : ፈቃድ : ድል : መቷቸው ፤ ዳውድም : ጃሎትን : (1) ገደለ ፤ ንግሥናንና : ጥበብንም : (ነቢይነትን) : አላህ : ሰጠው ፤ ከሚሻውም : ነገር : ሁሉ : አሳወቀው ፤ አላህም : ሰዎችን : ከፊላቸውን : በከፊሉ : መመለሱ : ባልነበረ : ኖሮ : ምድር : በተበላሸች : ነበር ፤ ግን : አላህ : በዓለማት : ላይ : የቸሮታ : ባለቤት : ነው ።

252 እነዚህ : (አንቀጾች) : በውነት : በአንተ : ላይ : የምናነባቸው : ሲኾኑ : የአላህ : አንቀጾች : ናቸው ፤ አንተም : በእርግጥ : ከመልክተኞቹ : ነህ ።

★ ★ ★

253 እነዚህን : መልክተኞች : ከፈላቸውን : በከፊሉ : ላይ : አበለጥን ፤ ከነርሱ : ውስጥ : አላህ : ያነጋገረው : አልለ ፤ ከፊሎቻቸውንም : በደረጃዎች : ከፍ : አደረገ ፤ የመርየምን : ልጅ : ዓሳንም : ግልጽ : ታምራቶችን : ሰጠው ፤ በቅዱሱ : መንፈስም : አበረታነው ፤

1 ዳዊት : ጉልያድን ።

አላህም : በሻ : ኖሮ : እነዚያ : ከነርሱ : (ከመልክተኞቹ) : በኋላ : የነበሩት : ግልጽ : ታምራቶች : ከመጡላቸው : በኋላ : ባልተጋደሉ : ነበር ፤ ግን : ተለያዩ ፤ ከነርሱም : ውስጥ : ያመነ : ሰው : አልለ ፤ ከነርሱም : ውስጥ : የካደ : ሰው : አልለ ፤ አላህም : በሻ : ኖሮ : ባልተዋጉ : (ባልተለያዩ) : ነበር ፤ ግን : አላህ : የሚሻውን : ይሠራል ።

254 እላንተ : ያመናችሁ : ሆይ ! በርሱ : ውስጥ : ሽያጭ : (መበዠት) : ወዳጄ ነትም ፤ ምልጃም : የሌለበት : ቀን : ከመምጣቱ : በፊት : ከሰጠናችሁ : ነገር : ለግሱ ፤ ከሐዲያችሁ : በዳዮቹ : እነርሱ : ናቸው ።

255 አላህ : ከእርሱ : በቀር : ሌላ : አምላክ : የለም ፤ ሕያው : ራሱን : ቻይ : ነው ፤ ማንገላጀትም : እንቅልፍም : አትይዘውም ፤ በሰማያት : ውስጥና : በምድር : ውስጥ : ያለው : ሁሉ : የርሱ : ብቻ : ነው ፤ ያ : እርሱ : ዘንድ : በፈቃዱ : ቢኾን : እንጅ : የሚያማልድ : ማነው ? (ከፍጡሮች) : በፊታቸው : ያለውንና : ከኋላቸው : ያለውን : ሁሉ : ያውቃል ፤ በሻውም : ነገር : እንጂ : ከዕውቀቱ : በምንም : ነገር : አያካብቡም : (አያውቁም) ፤ መንበሩ : ሰማያትንና : ምድርን : ሰፋ ፤ ጥበቃቸውም : አያቅተውም ፤ እርሱም : የሁሉ : በላይ : ታላቅ : ነው ።

256 በሃይማኖት : ማስገደድ : የለም ፤ ቅኑ : መንገድ : ከጠማጣው : በእርግጥ : ተገለጠ ፤ በጣዖትም : የሚከድና : በአላህ : የሚያምን : ሰው : ለርሷ : መበጠስ : የሌለ

ትን : ጠንካራ : ዘለበት : በእርግጥ : ጨበጠ ፤ አላህም : ሰሚ : ዐዋቂ : ነው ።

257 አላህ : የእነዚያ : ያመነት : ሰዎች ረዳት : ነው ፤ ከጨለማዎች : ወደ : ብርሃን : ያወጣቸዋል ፤ እነዚያም : የካዱት : ረዳቶቻቸው : ጣዖታት : ናቸው ፤ ከብርሃን : ወደ : ጨለማዎች : ያወጧቸዋል ፤ እነዚያ : የእሳት : ጓዶች : ናቸው ፤ እነርሱ : በውስጡ : ዘውታሪዎች : ናቸው ።

258 ወደ : ዚያ : አላህ : ንግሥናን : ስለሰጠው : ኢብራሂምን : በጌታው : ነገር : ወደ : ተከራክረው : ሰው : (1) አላየህምን ? ኢብራሂም ። — ጌታዬ : ያ : ሕያው : የሚያደርግና : የሚገድል : ነው : ባለ ጊዜ : እኔ : ሕያው : አደርጋለሁ ። — አላህ : ፀሐይን : ከምሥራቅ : በኩል : ያመጣል ፤ (አንተ) : ከምዕራብ : በኩል : አምጣት : አለው ፤ ያም : የካደው : ሰው : ዋለለ ፤ (መልስ : አጣ) : አላህም : በዳዮች : ሕዝቦችን : አይመራም ።

259 ወይም : ያንን : በከተማ : ላይ : እርሷ : በጣራዎችዋ : ላይ : የወደቀች : ስትኾን : ያለፈውን : ሰው : ብጤ : (አላየህምን ?) ። — ይህችን : (ከተማ) : ከሞተች : በኋላ : አላህ : እንዴት : ሕያው : ያደርጋታል ? አለ ፤ አላህም : ገደለው : መቶ : ዓመትን : (አቆየውም) ፤ ከሂያም : አስነሳው ። — ምን : ያህል : ቆየህ ? አለው ፤ አንድን : ቀን : ወይም : የቀንን : ከፊል : ቆየሁ : አለ ፤ አይደለም ።

1 ወደ : ነጥፍ : ወይም : ሐሙራቢ ።

መቶን : ዓመት : ቆየህ ፤ ወደ : ምግብህና : ወደ : መጠጥህም : ያልተለወጠ : ሲኾን : ተመልከት ፤ ወደ : አህያህም : ተመልከት ፤ ለሰዎችም : አስረጅ : እናደርግህ ፤ ዘንድ : (ይህንን : ሠራን) ፤ ወደ : ዐዕምቼም : እንዴት : እንደምናስነሳት : ከዚያም : ሥጋን : እንደምናስብሳት : ተመልከት ፤ አለው ፤ ለርሱም : (በማየት) : በተገለጸለት : ጊዜ ። — አላህ : በነገሩ : ሁሉ : ላይ : ቻይ : መኾኑን : ዐውቃለሁ : አለ ።

260 ኢብራሂምም : ጌታዬ : ሆይ ! መታንን : እንዴት : ሕያው : እንደምታደርግ : አላየኝ : ባለ ጊዜ ፤ (አስታውስ ፤ አላህ) ። — አላመንክምን ? አለው ፤ አይደለም ፤ (አምኛለሁ) ፤ ግን : ልቤ : እንዲረጋ : ነው : አለ ፤ (አላህም) ። — ከበራሪዎች : (ከወፎች) : አራትን : ያዝ ፤ ወደ : አንተም : ሰብስባቸው ፤ (ቆራርጣቸውም) ፤ ከዚያም : በየኮረብታው : ሁሉ : ላይ : ከነርሱ : ቁራጭን : አድርግ ፤ ከዚያም : ጥራቸው ፤ ፈጥነው : ይመጡላልና ፤ አላህም : አሸናፊ : ጥበቅ : መኾኑን : ዕውቅ : አለው ።

261 የእነዚያ : ገንዘቦቻቸውን : በአላህ : መንገድ : የሚለግሱ : ሰዎች (ልግሰና) : ምሳሌ : በየዘለላው : ሁሉ : መቶ : ቅንጣት : ያለባቸውን : ሰባት : ዘለላዎች : እንደ : አበቀለች : እንዲት : ቅንጣት : ብጤ : ነው ፤ አላህም : ለሚሻው : ሰው : (ከዚህ : በላይ) : ያነባብራል ፤ አላህም : ቸሮታው : ሰፊ : ዐዋቂ : ነው ።

262 እነዚያ ፡ ገንዘቦቻቸውን ፡ በአላህ ፡ መንገድ ፡ የሚለግሱ ፡ ከዚያም ፡ የሰጡትን ፡ ነገር ፡ መመገደቅን ፡ ማስከፋትን ፡ የማያስከትሉ ፡ ለነርሱ ፡ በጌታቸው ፡ ዘንድ ፡ ምን ዳቸው ፡ አላቸው ፤ በነርሱም ፡ ላይ ፡ ፍርሃት ፡ የለባቸውም ፤ እነርሱም ፡ አያዝኑም ።

263 መልካም ፡ ንግግርና ፡ ምሕረት ፡ ማድረግ ፡ ማስከፋት ፡ ከሚከተላት ፡ ምጽዋት ፡ በላጭ ፡ ነው ፤ አላህም ፡ ተብቃቂ ፡ ታጋሽ ፡ ነው ።

264 እላንተ ፡ ያመናችሁ ፡ ሆይ ! እንደዚያ ፡ ገንዘቡን ፡ ለሰዎች ፡ ማሳየት ፡ ሲል ፡ እንደሚሰጠውና ፡ በአላህና ፡ በመጨረሻውም ፡ ቀን ፡ እንደማያምነው ፡ ሰው ፡ ምጽዋቶቻችሁን ፡ በመመገደቅና ፡ በማስከፋት ፡ አታበላሹ ፤ ምሳሌውም ፡ በላዩ ፡ ዐፈር ፡ እንዳለበት ፡ ለንግግር ፡ ደንጊያ ፡ ጎይለኛም ፡ ዝናም ፡ እንዳገኘውና ፡ ምልጥ ፡ አድርጎ ፡ እንደተወው ፡ ብጤ ፡ ነው ፤ ከሠሩት ፡ ነገር ፡ በምንም ፡ ላይ ፡ (ሊጠቀሙ) ፡ አይችሉም ፤ አላህም ፡ ከሐዲያንን ፡ ሕዝቦች ፡ አይመራም ።

265 የእነዚያም ፡ የአላህን ፡ ውዴታ ፡ ለመፈለግና ፡ ከነፍሶቻቸው ፡ (እምነትን) ፡ ለማረጋገጥ ፡ ገንዘቦቻቸውን ፡ የሚለግሱ ፡ ሰዎች ፡ ምሳሌ ፡ በተስተካከለች ፡ ከፍተኛ ፡ ስፍራ ፡ ላይ ፡ እንዳላች ፡ አትክልት ፡ ብዙ ፡ ዝናም ፡ እንደነካት ፡ ፍራዋንም ፡ እጥፍ ፡ ሾና ፡ እንደሰጠች ፡ ዝናብም ፡ ባይነካት ፡ ካፈያ ፡ እንደሚበቃት ፡ ብጤ ፡

ነው ፤ አላህም ፡ የምትሠሩትን ፡ ሁሉ ፡ ተመልካች ፡ ነው ።

266 (ከናንተ) ፡ አንዳችሁ ፡ ለርሱ ፡ ከዘምባባና ፡ ፤ ፤ ደይኖች ፡ በሥርዓት ፡ ወንዞች ፡ የሚፈሱባት ፡ አትክልት ፡ ልትኖረው ፡ በውስጡም ፡ ለርሱ ፡ ከየፍሬው ፡ ሁሉ ፡ ሊኖረው ፡ እርጅናም ፡ ሊነካውና ፡ ለርሱ ፡ ደካማዎች ፡ ዝርያዎች ፡ ያሉት ፡ ሲሾን ፡ በውስጡ ፡ እሳት ፡ ያለበት ፡ ውርጭ ፡ ሊያገኛትና ፡ ልትቃጠል ፡ ይወዳልን ? እንደዚህ ፡ አላህ ፡ አንቀጾችን ፡ ለናንተ ፡ ያብራራል ፤ ልታስተነትኑ ፡ ይከፈላልና ።

267 እላንተ ፡ ያመናችሁ ፡ ሆይ ! ካፈራችሁትና ፡ ከዚያም ፡ ለናንተ ፡ ከምድር ፡ ካወጣንላችሁ ፡ ከመልካሙ ፡ ለግሱ ፤ መጥፎውንም ፡ (ለመስጠት) ፡ አትሰቡ ፤ በርሱ ፡ ዓይኖቻችሁን ፡ ጨፍናችሁ ፡ እንጂ ፡ የማትወስዱት ፡ ስትሾኑ ፡ ከርሱ ፡ (ከመጥፎው) ፡ ትሰጣላችሁን ? አላህም ፡ ተብቃቂ ፡ ምስጉን ፡ መሾኑን ፡ ዕውቁ ።

268 ሰይጣን ፡ (እንዳትለግሱ) ፡ ድኸነትን ፡ ያስፈራራችኋል ፤ በመጥፎም ፡ ያዛችኋል ፤ አላህም ፡ ከርሱ ፡ የሾነን ፡ ምሕረትና ፡ ችሮታን ፡ ይቀጥራችኋል ፤ አላህም ፡ ችሮታው ፡ ሰፊ ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ።

269 ለሚሻው ፡ ሰው ፡ ጥበብን ፡ ይሰጣል ፤ ጥበብንም ፡ የሚሰጠው ፡ ሰው ፡ ብዙን ፡ መልካም ፡ ነገር ፡ በእርግጥ ፡ ተሰጠ ፤ የአእምሮዎች ፡ ባለቤቶች ፡ እንጂ ፡ (ሌላው) ፡ አይገሠጽም ።

270 ከምጽዋትም ፡ ማንኛውንም ፡ የለገላችሁትን ፡ ወይም ፡ ከስእለት ፡

የተሳላችሁትን ፡ አላህ ፡ ያውቀዋል ፤ ለበዳዮችም ፡ ከረዳቶች ፡ ምንም ፡ የላቸውም ።

271 ምጽዋቶችን ፡ ብትገልጹ ፡ እርሷ ፡ ምንኛ ፡ መልካም ፡ ናት ፤ ብትደብቁትና ፡ ለድሾች ፡ ብትሰጧትም ፡ እርሱ ፡ ለናንተ ፡ በላጭ ፡ ነው ። ከኃጢአቶቻችሁም ፡ ከናንተ ፡ ያብሳል ፤ አላህም ፡ በምትሠሩት ፡ ሁሉ ፡ ውስጠ ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ።

272 እነርሱን ፡ ማቅናት ፡ በአንተ ፡ ላይ ፡ የለብህም ፤ ግን ፡ አላህ ፡ የሚሻውን ፡ ሰው ፡ ያቀናል ፤ ከገንዘብም ፡ የምትለግሱት ፡ (ምንዳው) ፡ ለነፍሶቻችሁ ፡ ነው ፤ የአላህንም ፡ ፊት ፡ (ውዴታውን) ፡ ለመፈለግ ፡ እንጂ ፡ አትለግሱም ፡ ከገንዘብም ፡ የምትለግሱት ፡ ሁሉ ፡ (ምንዳው) ፡ ወደናንተ ፡ ይሞላል ፤ እናንተም ፡ አትበደሉም ።

273 (የምትመጸውቱት) ፡ ለነዚያ ፡ በአላህ ፡ መንገድ ፡ (ለመታገል ፡ ሲሉ) ፡ ለታገዱት ፡ ድሾች ፡ ነው ፤ በምድር ፡ መኼድን ፡ አይችሉም ፤ (ልመናን) ፡ ከመጥጠበቃቸው ፡ (የተነሳ) ፡ የማያውቅ ፡ ሰው ፡ ሀብታሞች ፡ ናቸው ፡ ብሎ ፡ ይጠረጥራቸዋል ፤ በምልክታቸው ፡ ታውቃቸዋለህ ፤ ሰዎችን ፡ በችክታ ፡ አይለምኑም ፤ ከገንዘብም ፡ የምትለግሱት ፡ አላህ ፡ እርሱን ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ።

274 እነዚያ ፡ ገንዘቦቻቸውን ፡ በሌሊትና ፡ በቀን ፡ በድብቅም ፡ በግልጽም ፡ የሚለግሱ ፡ ለነርሱ ፡ በጌታቸው ፡ ዘንድ ፡ ምንዳቸው ፡ አላቸው ፤ በነርሱም ፡ ላይ ፡ ፍርሃት ፡ የለባቸውም ፡ እነርሱም ፡ አያዝኑም ።

275 እነዚያ ፡ አራጣን ፡ የሚበሉ ፡ ያ ፡ ሰይጣን ፡ ከመንካቱ ፡ የተነሳ ፡ የሚጥለው ፡ ሰው ፡ (ከአውድቁ) ፡ እንደሚነሳ ፡ ብጤ ፡ እንጅ ፡ (ከመቃብራቸው) ፡ አይነሱም ፤ ይህ ፡ እነርሱ ፡ መሸጥ ፡ የአራጣ ፡ ብጤ ፡ ብቻ ፡ ነው ፡ በማለታቸው ፡ ነው ፤ ግን ፡ መሸጥን ፡ አላህ ፡ ፈቅዷል ፤ አራጣንም ፡ እርም ፡ አድርጓል ፤ ከጌታውም ፡ ግሣጼ ፡ የመጣለትና ፡ የተከለከለ ፡ ሰው ፡ ለርሱ ፡ (ከመከልከሉ ፡ በፊት) ፡ ያለፈው ፡ አለው ፤ ነገሩም ፡ ወደ ፡ አላህ ፡ ነው ፤ (አራጣን ፡ ወደ ፡ መብላት) ፡ የተመለሰም ፡ ሰው ፡ እነዚያ ፡ የእሳት ፡ ጓዶች ፡ ናቸው ፤ እነርሱ ፡ በውስጡ ፡ ዘውታሪዎች ፡ ናቸው ።

276 አላህ ፡ አራጣን ፡ (በረከቱን) ፡ ያጠፋል ፤ ምጽዋቶችንም ፡ ያፋፋል ፤ አላህም ፡ ኃጢአተኛ ፡ ከሐዲን ፡ ሁሉ ፡ አይወድም ።

277 እነዚያ ፡ ያመኑ ፡ መልካም ፡ ሥራዎችንም ፡ የሠሩ ፡ ሶላትንም ፡ ያስተካከሉ ፡ ዘካንም ፡ የሰጡ ፡ ለነርሱ ፡ በጌታቸው ፡ ዘንድ ፡ ምንዳቸው ፡ አላቸው ፤ በነርሱም ፡ ላይ ፡ ፍርሃት ፡ የለባቸውም ፡ እነርሱም ፡ አያዝኑም ።

278 እላንተ ፡ ያመናችሁ ፡ ሆይ ! አላህን ፡ ፍሩ ፤ ከአራጣም ፡ የቀረውን ፡ ተዉ ፤ አማኞች ፡ እንደሾናችሁ ፡ (ተጠንቀቁ) ።

279 (የታዘዛችሁትን) ፡ ባትሠሩም ፡ ከአላህና ፡ ከመልክተኛው ፡ በሾነች ፡ ጦር ፡ (መወጋታችሁን) ፡ ዕውቁ ፤ ብትጸጹቱም ፡ ለናንተ ፡ የገንዘቦቻችሁ ፡ ዋናዎች ፡ አሏችሁ ፤ አትበደሉም ፡ አትበደሉምም ።

280 የድኸነት : ባለቤት : የኾነም : (ባለዕዳ) : ሰው : ቢኖር : እማግኘት : ድረስ : ማቆየት : ነው ። (በመማር) : መመጽዎታችሁም : ለናንተ : በላጭ : ነው ። የምታውቁ : ብትኾኑ : (ትሠሩታላችሁ) ።

281 በርሱም : ውስጥ : ወደ : አላህ : የምትመለሱበትንና : ከዚያም : እነርሱ : የማይበደሉ : ሲሆኑ : ነፍስ : ሁሉ : የሠራችውን : ሥራ : የምትሞላበትን : ቀን : ተጠንቀቁ ።

282 እላንተ : ያመናችሁ : ሆይ ! እስከ : ተወሰነ : ጊዜ : ድረስ : በዕዳ : በተዋዋላችሁ : ጊዜ : ጸፉት ፤ ጸሐፊም : በመካከላችሁ : በትክክል : ይጻፍ ፤ ጸሐፊም : አላህ : እንደ : አሳወቀው : መጻፍን : እንቢ : አይበል ፤ ይጻፍም ፤ ያም : በርሱ : ላይ : ዕዳው : ያለበት : ሰው : በቃሉ : ያስጽፍ ፤ አላህንም : ጌታውን : ይፍራ ፤ ከርሱም : (ካለበት : ዕዳ) : ምንም : አያጉድል ፤ ያም : በርሱ : ላይ : ዕዳው : ያለበት : ቁል : ወይም : ደካማ : ወይም : በቃሉ : ማስጣፍን : የማይችል : ቢኾን : ዋቢው : በትክክል : ያስጥፍለት ፤ ከወንዶቻችሁም : ሁለትን : ምስክሮች : አስመስክሩ ፤ ሁለትም : ወንዶች : ባይኾኑ : ከምስክሮች : ሲኾኑ : ከምትወዱዋቸው : የኾኑን : አንድ ወንድና : አንደኛዋ : ስትረሳ : አንደኛይቱ : ሌላዋን : ታስታውሳት : ዘንድ : ሁለት : ሴቶች : (ይመስክሩ) ፤ ምስክሮችም : በተጠሩ : ጊዜ : እምቢ : አይበሉ ፤ (ዕዳው) : ትንሽ : ወይም : ትልቅ : ቢኾንም : እስከ : ጊዜው : ድረስ :

የምትጽፉት : ከመኾን : አትሰልቹ ፤ ይካችሁ : አላህ : ዘንድ : በጣም : ትክክል : ለምስክርነትም : አረጋጋጭ : ላለመጠራጠራችሁም : በጣም : ቅርብ : ነው : ግን : በመካከላችሁ : እጅ : በጅ : የምትቀበላችሁ : ንግድ : ብትኾን : ባትጽፉት : በናንተ : ላይ : ኃጢአት : የለባችሁም : በተሻሻጣችሁም : ጊዜ : አስመስክሩ ፤ ጸሐፊም : ምስክርም : (ባለጉዳዩ : ጋር) : አይጉዳዱ ፤ (ይህንን) : ብትሠሩም : እርሱ : በናንተ : (የሚጠጋ) : አመጥ : ነው ። አላህንም : ፍሩ ፤ አላህም : ያሳውቃችኋል ፤ አላህም : ነገሩን : ሁሉ : ዐዋቂ : ነው ።

283 በጉዞም : ላይ : ብትኾኑና : ጸሐፊን : ባታገኙ : የተጨበጡ : መተማመኛዎችን : ያዙ ፤ ከፈላችሁም : ከፊሉን : ቢያምን : ያ : የታመነው : ሰው : አደራውን : ያድርስ : አላህንም : ጌታውን : ይፍራ : ምስክርነትንም : አትደብቁ ፤ የሚደብቃትም : ሰው : እርሱ : ልቡ : ኃጢአተኛ : ነው ። አላህም : የምትሠሩትን : ሁሉ : ዐዋቂ : ነው ።


284 በሰማያት : ውስጥና : በምድርም : ውስጥ : ያለው : ሁሉ : የአላህ : ነው ። በነፍሶቻችሁ : ውስጥ : ያለውን : ብትገልጹ : ወይም : ብትደብቁት : አላህ : በርሱ : ይቆጣጠራችኋል ፤ ለሚሻውም : ሰው : ይምራል ፤ የሚሻውንም : ሰው : ይቆጣል ፤ አላህም : በነገሩ : ሁሉ : ላይ : ቻይ : ነው ።

285 መልክተኛው : ከጌታው : ወደርሱ : በተወረደው : አመን ፤ ምእምናቸው : (እንደዚሁ) ፤ ሁሉም :

በአላህ : በመላእክቱም : በመጸሐፍቱም : በመልክተኞቹም : ከመልክተኞቹ : በአንድም : መካከል : አንለይም : (የሚሉ : ሲኾኑ) : አመኑ ፤ ሰማን ፤ ታዘዝንም ፤ ጌታችን : ሆይ ! ምሕረትህን : (እንሻለን) ፤ መመለሻም : ወዳንተ : ብቻ : ነው : አሉም ።

286 አላህ : ነፍስን : ከችሎታዋ : በላይ አያስገድዳትም ፤ ለርስዋ : የሠራቺው : አላት ። በርስዋም : ላይ : ያፈራቺው : (ኃጢአት) : አለባት ።

(በሉ) :— ጌታችን : ሆይ ! ብንረሳ : ወይም : ብንስት : አትያዘን ፤ (አትቅጣን) ፤ ጌታችን : ሆይ ! ከባድ : ሸክምን : ከእኛ : በፊት : በነበሩት : ላይ : እንደሚገኘው : በኛ : ላይ : አትሚንብን ፤ ጌታችን : ሆይ ! ለኛም : በርሱ : ችሎታ : የሌለንን : ነገር : አታሸክመን ፤ ከኛም : ይቅርታ : አድርግ ፤ ለኛም : ምሕረት : አድርግ ፤ እዘንልንም ፤ ዋቢያችን : አንተ : ነህና ፤ በከላዲዎች : ሕዝቦች : ላይም : እርዳን ።



በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም : ርኅሩህ : በጣም : አዛኝ : በሆነው ።

1 አ. ለ. መ. (አሊፍ : ላም : ሚም) ፤ (1)

2 አላህ : ከሱ : በስተቀር : ሌላ : አምላክ : የለም ፤ (እሱ) : ሕያው : ሁሉን : ነገር : አስተናባሪ : ነው ።

3 ከርሱ : በፊት : ያሉትን : መጸሐፍት : የሚያረጋግጥ : ሲኾን : መጽሐፉን : (ቁርአንን) : ባንተ : ላይ : ከፋፍሉ : በውነት : አወረደ ። ተውራትንና : ኢንጂልንም ። (2) አውርዷል ።

1 ጭን : ባለፈው ምዕራፍ : ተመልከት ።

2 ለፊትና : ወንጌልን ።

4 (ከቁርአን) : በፊት : ለሰዎች : መሪ : አድርጎ : (አወረዳቸው) ፤ ፋርቃንንም : አወረደ ፤ እነዚያ : በአላህ : ታላምራቶች : የካዱ : ለነርሱ : ብርቱ : ቅጣት : አላቸው ፤ አላህም : አሸናፊ : የመበቀል : ባለቤት : ነው ።

5 አላህ : በምድርም : በሰማይም : ምንም : ነገር : በርሱ : ላይ : አይሰወርም ።

6 እርሱ : ያ : በማሕፀኖች : ውስጥ : እንደሚሻ : አድርጎ : የሚቀርጸቺሁ : ነው ። ከርሱ : በስተቀር : ሌላ : አምላክ : የለም ፤ አሸናፊው : ጥበበኛው : ነው ።

7 እርሱ : ያ : በአንተ : ላይ : መጽ

ሐፋን : ያወረደ : ነው ፤ ከርሱ :
 (ከመጽሐፍ) : ግልጽ : የሾኑ :
 አንቀጾች : አልሉ ፤ እነሱ : የመ
 ጽሐፍ : መሠረቶች : ናቸው ፤
 ሌሎችም : ተመሳሳዮች : አልሉ ፤
 እነዚያም : በልቦቻቸው : ውስጥ :
 ጥመት : ያለባቸው : ሰዎች : ማሳ
 ሳትን : ለመፈለግና : ትችቱን :
 ለመፈለግ : ከርሱ : የተመሳሰለ
 ውን : ይከታተላሉ ። (ትክክለኛ) :
 ትችቱንም : አላህ : ብቻ : እንጅ :
 ሌላ : አያውቀውም ። በዕውቀ
 ትም : የጠለቁት : በርሱ : አምነ
 ናል ፤ ሁሉም : ከጌታችን : ዘንድ :
 ነው : ይላሉ ። የአእምሮ : ባለቤ
 ቶችም : እንጅ : (ሌላው) : አይገ
 ሠጽም ።

8 (እነሱም : ይላሉ) : — ጌታችን :
 ሆይ ! ቅኑን : መንገድ : ከመራ
 ሽን : በኋላ : ለቦቻችንን : አታ
 ዘምብልብን ፤ ከአንተ : ዘንድ :
 የሾነን : ችሮታም : ለኛ : ስጠን ፤
 አንተ : በጣም : ለጋሰ : ነህና ።
 9 ጌታችን : ሆይ ! አንተ : (ለመም
 ጣቱ) : በርሱ : ጥርጥር : የሌለ
 በት : በሾነ : ቀን : ሰውን : ሁሉ :
 ሰብሳቢ : ነህ : ምንጊዜም : አላህ :
 ቀጠሮውን : አያፈርስምና ።

10 እነዚያ : የካዱት : ሰዎች : ገንዘብ
 ቻቸውና : ልጆቻቸው : ከአላህ :
 (ቅጣት) : ምንም : አያስጥሉዋቸ
 ውም : እነዚያም : እነርሱ : የእ
 ሳት : ማገዶዎች : ናቸው ።

11 (ልማዳቸው : ሁሉ) : እንደ : ፈር
 ያን : ቤተሰብና : እንደእነዚያ :
 ከበፊታቸው : እንደነበሩት : ሕዝ
 ቦች : ልማድ : ነው ፤ በአንቀጾቻ
 ችን : አስተባባሉ ፤ አላህም : በኃ

ጠአቶቻቸው : ያዛቸው ፤ አላ
 ህም : ቅጣት : ብርቱ : ነው ።

12 ለእነዚያ : ለካዱት : ሰዎች : በላ
 ቸው : — በቅርብ : ጊዜ : ትሸነፋ
 ላችሁ ፤ ወደ : ገሀነምም : ትሰበሰ
 ባላችሁ ፤ ምንጣፊቱም : ምን :
 ትከፋ !

13 (የበድር : ቀን) : በተጋጠሙት :
 ሁለት : ጭፍሮች : ለናንተ : በእ
 ርግጥ : ታላምር : አለ ፤ አንደኛዎ :
 ጭፍራ : በአላህ : መንገድ : ትጋ
 ደላላች ፤ ሌላይቱም : ከሐዲ :
 ናት : ከሐዲዎቹ : (አማኞቹን) :
 በዓይን : አስተያየት : እጥፋቸ
 ውን : ሾነው : ያዩዋቸዋል ፤ አላ
 ህም : በርዳታው : የሚሻውን :
 ሰው : ያበረታል ፤ በዚህ : ውስጥ :
 ለማስተዋል : ባለቤቶች : በእር
 ግጥ : መገሠጫ : አለበት ።

14 ከሴቶች : ከወንዶች : ልጆችም :
 ከወርቅና : ከብር : ከተከማቹ :
 ገንዘቦችም : ከተሰማሩ : ፈረሶ
 ችም : ከግመል : ከከብትና : ከፍ
 የልም : ከአዝመራም : የሾኑ :
 ፍላጎቶችን : መውደድ : ለሰዎች :
 ተሸለመ ፤ ይህ : ሁሉ : የቅርቢቱ :
 ሕይወት : መጠቀሚያ : ነው ፤
 አላህም : እርሱ : ዘንድ : መል
 ካም : መመለሻ : (ገነት) : አለ ።

15 ከዚህችሁ : የሚበልጥን : ልንገራ
 ችሁን ? በላቸው : — (እርሱም) :
 ለእነዚያ : ለተጠነቀቁት : ሰዎች :
 በጌታቸው : ዘንድ : በሥራቸው :
 ወንዞች : የሚፈሱባቸው : ገን
 ቶች : በውስጡ : ሁል ጊዜ : ነዋ
 ሪዎች : ሲሾኑ : ንጹሕ : የተደ
 ረጉ : ሚስቶችም : ከአላህም :
 የሾነ : ውደታ : አላቸው ፤ አላ

ህም : ባርቹን : ተመልካች :
 ነው ።

16 (እነርሱም) : እነዚያ : — ጌታ
 ችን : ሆይ ! እኛ : አመንን ፤ ገጢ
 አቶቻችንንም : ለኛ : ማር ፤ የእሳ
 ትንም : ቅጣት : ጠብቀን : የሚሉ
 ናቸው ።

17 ታጋሾች : እውነተኛችም : ታዛ
 ጉችም : ለጋሶችና : በሌሊት :
 መጨረሻዎች : ምሕረትን : ለማ
 ጥች : ናቸው ።

18 አላህ : በማስተካከል : የቆመ :
 (አስተናባሪ) : ሲሾን : ከእርሱ :
 በስተቀር : ሌላ : አምላክ : የሌለ :
 መሾኑን : መሰከረ ፤ መላእክቶ
 ችና : የዕውቀት : ባለቤቶችም :
 (እንደዚሁ : መሰከሩ) ፤ ከርሱ :
 በስተቀር : ሌላ : አምላክ : የለም ፤
 አሸናፊው : ጥበበኛው : ነው ።

19 አላህ : ዘንድ : (የተወደደ) : ሃይ
 ማናት : ኢስላም : ብቻ : ነው ፤
 እነዚያም : መጽሐፍን : የተሰ
 ጡት : ሰዎች : በመካከላቸው :
 ላለው : ምቀኝነት : ዕውቀቱ :
 ከመጣላቸው : በኋላ : እንጅ :
 አልተለያዩም ፤ በአላህም : አን
 ቀጾች : የሚክድ : አላህ : ምርመ
 ሬው : ፈጣን : ነው ።

20 ቢከራከሩህም : — ፈቴን : ለአ
 ላህ : ሰጠሁ ፤ የተከተሉኝም :
 ሰዎች : (እንደዚሁ : ለአላህ :
 ሰጡ) : በላቸው ፤ ለእነዚያም :
 መጽሐፍን : ለተሰጡት : ሰዎ
 ችና : ለመሀይሞቹ : — ስለማች
 ሁን ? በላቸው ፤ ቢሰልሙም :
 በእርግጥ : ተመሩ ፤ እምቢ : ቢሉ
 ም : በአንተ : ላይ : ያለብህ : ግድ
 ረስ : ብቻ : ነው ። አላህም : ባር
 ቹን : ተመልካች : ነው ።

21 እነዚያ : በአላህ : አንቀጾች : የሚ
 ክዱ : ነቢያትንም : ያለ : አግባብ :
 የሚገድሉ : ከሰዎችም : ውስጥ :
 እነዚያን : በትክክለኛነት : የሚ
 ያዙትን : የሚገድሉ : በአላማሚ :
 ቅጣት : አብስራቸው ።

22 እነዚያ : በቅርቢቱና : በመጨረ
 ሻይቱ : ዓለም : ሥራዎቻቸው :
 የተበላሹ : ናቸው ፤ ለእነርሱም :
 ምንም : ረዳቶች : የሏቸውም ።

23 ወደ : እነዚያ : ከመጽሐፍ : (ትም
 ሀርት) : ዕድልን : ወደ : ተሰጡት :
 ሰዎች : አላየህምን ? ወደ : አላህ :
 መጽሐፍ : በመካከላቸው : ይፈ
 ርድ : ዘንድ : ይጠራሉ ፤ ከዚያም :
 ከነሱ : ገሚሶቹ : እነርሱ : (እውነ
 ቱን) : የተው : ሾነው : ይሸሻሉ ።

24 ይኸ : እነርሱ : እሳት : የተቆጠሩ :
 ቀኖችን : እንጅ : አትነካንም :
 በማለታቸው : ነው ። በሃይማኖ
 ታቸውም : ይቀጣጥፋት : የነበ
 ሩት : ነገር : አታለላቸው ።

25 በርሱ : (መምጣት) : ጥርጥር :
 የሌለበት : በሾነው : ቀን : በሰበ
 ሰብናቸውና : ነፍስ : ሁሉ : የሠራ
 ችውን : ሥራ : በተሞላች : ጊዜ :
 እንዴት : ይሾናሉ ? እነርሱም :
 አይበደሉም ።

26 (ሙሐመድ : ሆይ !) በል : — የን
 ግሥና : ባለቤት : የሾንክ : አላህ :
 ሆይ ! ለምትሻው : ሰው : ንግሥ
 ናን : ትሰጣለህ ፤ ከምትሻውም :
 ሰው : ንግሥናን : ትገናኛለህ ፤
 የምትሻውንም : ሰው : ታልቃ
 ለህ ፤ የምትሻውንም : ሰው : ታዋ
 ርዳለህ ። መልካም : ነገር : ሁሉ :
 በእጅህ : (በችሎታህ) : ነው ፤
 አንተ : በነገሩ : ሁሉ : ላይ :
 ቻይ : ነህና ።

27 ሌሊቱን : በቀን : ውስጥ : ታስገባለህ ፤ ቀኑንም : በሌሊቱ : ውስጥ : ታስገባለህ ፤ ሕያውንም : ከሙት : ውስጥ : ታወጣለህ ፤ ሙትንም : ከሕያው : ውስጥ : ታወጣለህ ፤ ለምትሻውም : ሰው : ያለግምት : ትሰጣለህ ።

28 ምእምናን : ከሐዲዎችን : ከምእምናን : ሌላ : ረዳቶች : አድርገው : አይያዙ ፤ ይኸንንም : የሚሠራ : ሰው : ከአላህ : (ሃይማኖት) በምንም : ውስጥ : አይደለም ፤ ከነርሱ : መጠበቅን : ብትጠበቁ : እንጂ ፤ አላህም : ነፍሱን : (ቁጣውን) : ያስጠነቅቃችኋል ። መመለሻም : ወደ : አላህ : ብቻ : ነው ።

29 በደረቶቻችሁ : ውስጥ : ያለውን : ነገር : ብትደብቁ : ወይም : ብትገልጹት : አላህ : ያውቀዋል ፤ በሰማያት : ያለውንና : በምድርም : ያለውን : ሁሉ : ያውቃል ። አላህም : በነገሩ : ሁሉ : ላይ : ቻይ : ነው : (በል) ።

30 ነፍስ : ሁሉ : ከመልካም : ነገር : የሠራችውን : የቀረበ : ኾኖ : የምታገኝበትን : ቀን : (አስታውስ) ፤ ከመጥፎም : የሠራችው : በርስዋና : በርሱ : (በገጠአትዋ) : መካከል : በጣም : የሰፋ : ርቀት : ቢኖር : ትመኛለች ፤ አላህ : ነፍሱን : ያስጠነቅቃችኋል ። አላህም : ለባርቹ : ርኅሩህ : ነው ።

31 በላቸው :— አላህን : የምትወዱ : እንደኾናችሁ : ተከተሉኝ ፤ አላህ : ይወዳችኋልና ፤ ገጠአቶቻችሁንም : ለናንተ : ይምራልና ፤ አላህም : መሐሪ : አዛኝ : ነው ።

32 አላህንና : መልክተኛውን : ታዘዙ ብትሸሹም : አላህ : ከሐዲዎችን : አይወድም : በላቸው ።

33 አላህ : አደምን : ኑሕንም : የእብራሂምንም : ቤተሰብ : የዲምራንንም : ቤተሰብ : በዓለማት : ላይ : መረጠ ።

34 ከፊልዋ : ከከፊሉ : የኾነች : ዝርያ : አድርጎ : (መረጣት) ፤ አላህም : ሰሚ : ዐዋቂ : ነው ።

35 የዲምራን : ባለቤት : (ሐና) :— ጌታዬ : ሆይ ! እኔ : በሆዴ : ውስጥ : ያለውን : (ፅንሰ : ከሥራ) ነጻ : የተደረገ : ሲኾን : ለአንተ : ተሳልፎ ፤ ከኔም : ተቀበል ፤ አንተ : ሰሚው : ዐዋቂው : ነህና : ባለች : ጊዜ : (አስታውስ) ።

36 በወለደቻትም : ጊዜ :— ጌታዬ : ሆይ ! እኔ : ሴት : ኾና : ወለድ ጌት ፤ አላህም : የወለደችውን : ዐዋቂ : ነው ፤ ወንድም : እንደ ሴት : አይደለም ፤ እኔም : መርየም : ብዬ : ስም : አወጣሁለት : እኔም : እስዋንም : ዝርያዎንም : ከተረገመው : ሰይጣን : በአንተ : እጠብቃቸዋለሁ : አለች ።

37 ጌታዋም : በደህና : አቀባበል : ተቀበላት ፤ በመልካም : አስተዳደግም : አፋፋት ፤ ከከሪያም : (1) አሳደጋት ፤ ከከሪያ : በርሷ : ላይ : በምኩራቧ : (2) በገባ : ቍጥር : እርስዋ : ዘንድ : ሲሳይን : አገኘ : መርየም : ሆይ ! ይህ : ለአንቺ : ከየት : ነው ? አላት ፤— እርሱ : ከአላህ : ዘንድ : ነው ፤ አላህ : ለሚሻው : ሰው : ሲሳይን : ያለድካም : ይሰጣል : አለችው ።

1 ከከሪያስ ።
2 በመጻለያ : ስፍራዋ ።

38 እዚያ : ዘንድ : ዘከሪያ : ጌታውን : ለመነ :— ጌታዬ : ሆይ ! ከአንተ : ዘንድ : መልካም : ዘርን : ለኔ : ስጠኝ ፤ አንተ : ጸሎትን : ሰሚ : ነህና : አለ ።

39 እርሱም : በጸሎት : ማድረሻው : ክፍል : ቆሞ : ሲጻልይ : መላእክት : ጠራችው ። (1) አላህ : በየሕያ : (2) ከአላህ : በኾነ : ቃል : የሚያረጋግጥ : ጌታም : ድንግልም : ከደጋጉቹ : ነቢይም : ሲኾን : ያበስርሃል ፤ በማለት : (መላእክት : ጠራችው)።

40 :— ጌታዬ : ሆይ ! እኔ : እርጅና : በእርግጥ : የደረሰብኝ : ስኾን : ባልተቤቴም : መካን : ስትኾን : ለኔ : እንዴት : ልጅ : ይኖረኛል ? አለ ። (መልአኩም) : እንደዚሁ : አላህ : የሚሻውን : ነገር : ይሠራል : አለው ፤

41 :— ጌታዬ : ሆይ ! ለኔ : ምልክትን : አድርግልኝ : አለ ፤ ምልክትህ : ሦስት : ቀን : በጥቅሻ : ቢኾን : እንጅ : ሰዎችን : አለማናገርህ : ነው ፤ ጌታህንም : በብዙ : አውሳ ፤ በማታና : በጧትም : አወድሰው : አለው ።

42 መላእክትም : ያሉትን : (አስታውስ) :— መርየም : ሆይ ! አላህ : በእርግጥ : መረጠኸ ፤ አነጻኸም : በዓለማት : ሴቶችም : ላይ : መረጠኸ ።

43 መርየም : ሆይ ! ለጌታሽ : ታዘገር ፤ ስገጂም ፤ ከአጎንባሾቹም : ጋር : አጎንብሺ ።

44 ይኸ : ወደ : አንተ : የምናወርደው : የኾነ : ከሩቅ : ወሬዎች ፤

1 ጂብራል : ጠራው ።
2 የሐንስ : (መጥመቁ)።

ነው ፤ መርየምንም : ማን : እንደሚያሳድግ : ብርዖቻቸውን : (ለዕጣ) : በጣሉ : ጊዜ : እነሱ : ዘንድ : አልነበርክም ፤ በሚከራከሩም : ጊዜ : እነሱ : ዘንድ : አልነበርክም ።

45 መላእክት : ያሉትን : (አስታውስ) :— መርየም : ሆይ ! አላህ : ከርሱ : በኾነው : ቃል : ስሙ : አልመሲሕ : ዲሳ : የመርየም : ልጅ : በዚህ : ዓለምና : በመጨረሻውም : ዓለም : የተከበረ : ከባለሕይወቶችም : በኾነ : (ልጅ) : ያበስርሻል ፤

46 በሕፃንነቱና : በከፈኒሳነቱ : (1) ሰዎቹን : ያነጋግራል ፤ ከመልካሞቹም : ነው : (አላት) ።

47 :— ጌታዬ : ሆይ ! ሰው : ያልነካኝ : ስኾን ፤ ለኔ : እንዴት ፤ ልጅ : ይኖረኛል ? አለች ፤ ነገሩ : እንደዚህኸ : ነው ፤ አላህ : የሚሻውን : ይፈጥራል ፤ እንዳችን : በሻ : ጊዜ : ለርሱ : ኹን : ይለዋል ፤ ወዲያው ኑም : ይኾናል : አላት ።

48 ጽሕፈትንና : ጥበብንም : ተውራትንና : ኢንጂልንም : ያስተምረዋል ።

49 ወደ : እሥራኤልም : ልጆች : መልክተኛ : ያደርገዋል ፤ (ይላልም) :— እኔ : ከጌታዬ : ዘንድ : በታምር : መጣኋችሁ ። እኔ : ለናንተ : ከሞቃ : እንደ : ወፍ : ቅርጽ : እፈጥራለሁ ፤ በርሱም : እተነፍስበታለሁ ፤ በአላህም : ፈቃድ : ወፍ : ይኾናል ። በአላህም : ፈቃድ : ዕውር : ኾኖ : የተወለደን : ለምጻኛንም : አድናለሁ ፤ መታንንም : አስነሳለሁ ። የምት

1 የበሰለ : ሰው : ዕድሜው : ከ፱—፭ : የኾነ ።

በሉትንና ፣ በቤታችሁ ፣ የምታደልቡትንም ፣ ሁሉ ፣ እነግራችኋለሁ ፤ የምታምኑ ፣ እንደኾናችሁ ፣ ለእናንተ ፣ በዚህ ፣ ውስጥ ፣ በእርግጥ ፣ ታምር ፣ አለበት ።

50 ከተውራትም ፣ ከኔ ፣ በፊት ፣ ያልለውን ፣ ያረጋገጥሁ ፣ ስኾን ፣ የዚያንም ፣ በናንተ ፣ ላይ ፣ እርም ፣ የተደረገውን ፣ ከፊል ፣ ለናንተ ፣ እፈቅድ ፣ ዘንድ ፣ (መጣኋችሁ) ፣ ከጌታችሁም ፣ በኾነ ፣ ታምር ፣ መጣሁዎችሁ ። አላህንም ፣ ፍሩ ፣ ታዘዙኝም ።

51 አላህ ፣ ጌታየና ፣ ጌታችሁ ፣ ነው ፤ ስለዚህ ፣ ተገዙት ፣ ይህ ፣ ቀጥተኛ ፣ መንገድ ፣ ነው ፣ (አላቸው) ።

52 ዲሳ ፣ ከነርሱ ፣ ክሕደት ፣ በተሰማውም ፣ ጊዜ ፣ ወደ ፣ አላህ ፣ (ተጨምረው) ፣ ረዳቶቹ ፣ እነማን ፣ ናቸው ? አለ ፤ ሐዋርያት ፣ እኛ ፣ የአላህ ፣ ረዳቶች ፣ ነን ፤ በአላህ ፣ አምነናል ፤ እኛም ፣ ትክክለኛ ፣ ታዛዦች ፣ መኾናችንን ፣ መስክር ፣ አሉ ።

53 ጌታችን ፣ ሆይ ! ባወረድኸው ፣ አመንን ፤ መልክተኛውንም ፣ ተከተልን ፤ ከመስከሪዎችም ፣ ጋር ፣ መዝግቦን ፣ (አሉ) ።

54 (አይሁዶችም) ፣ አደሙ ፣ አላህም ፣ አድማቸውን ፣ መለሰባቸው ፤ አላህም ፣ ከአድመኞች ፣ ሁሉ ፣ በላጭ ፣ ነው ።

55 አላህም ፣ ባለ ፣ ጊዜ ፣ (አስታውሰ) ፤ ዲሳ ፣ ሆይ ! እኔ ፣ ወሳጂህ ፣ ወደ ፣ እኔም ፣ እንሺህ ፣ ነኝ ፤ ከነዚያም ፣ ከካዱት ፣ ሰዎች ፣ አጥሪህ ፣ ነኝ ፤ (1) እነዚያንም ፣ የተከተሉህን ፣

እስከ ፣ ትንሣኤ ፣ ቀን ፣ ድረስ ፣ ከነዚያ ፣ ከካዱት ፣ በላይ ፣ አድራጊ ፣ ነኝ ፤ ከዚያም ፣ መመለሻችሁ ፣ ወደኔ ፣ ነው ፤ በርሱ ፣ ትለያዩበትም ፣ በነበራችሁት ፣ ነገር ፣ በመካከላችሁ ፣ እፈርዳለሁ ።

56 እነዚያማ ፣ የካዱት ፣ ሰዎች ፣ በቅርቡ ፣ ዓለምና ፣ በመጨረሻይቱ ፣ ዓለም ፣ ብርቱን ፣ ቅጣት ፣ እቀጣቸዋለሁ ፤ ለነርሱም ፣ ምንም ፣ ረዳቶች ፣ የሏቸውም ።

57 እነዚያም ፣ ያመኑትማ ፣ መልካም ፣ ሥራዎችንም ፣ የሠሩት ፣ ምንዳዎቻቸውን ፣ ይሞላላቸዋል ፤ አላህም ፣ በዳዮችን ፣ አይወድም ።

58 ይህ ፣ ከታምራቶችና ፣ ጥበብን ፣ ከያዘው ፣ ተግዛጥ ፣ ሲኾን ፣ በእንተ ፣ ላይ ፣ እናነበዋለን ።

59 አላህ ፣ ዘንድ ፣ የዲሳ ፣ ምሳሌ ፣ እንደ ፣ አዳም ፣ ብጤ ፣ ነው ፤ ከዐፈር ፣ ፈጠረው ፤ ከዚያም ፣ ለርሱ ፣ (ሰው) ፣ ኹን ፣ አለው ፣ ኹንም ።

60 ይህ ፣ ከጌታህ ፣ ዘንድ ፣ የኾነ ፣ እውነት ፣ ነው ፤ ከተጠራጣሪዎቹም ፣ አትኹን ።

61 ዕውቀቱም ፣ ከመጣልህ ፣ በኋላ ፣ በርሱ ፣ (በዲሳ) ፣ የተከራከሩህን ፣ ሰዎች ፣ ኩ ፤ ሌጆቻችንንና ልጆቻችሁን ፣ ሴቶቻችንና ፣ ሴቶቻችሁንም ፣ ነፍሶቻችንንና ፣ ነፍሶቻችሁንም ፣ እንጥራ ፤ ከዚያም ፣ አጥብቀን ፣ አላህን ፣ እንለምን ፤ የአላህንም ፣ ቁጣ ፣ በውሽታዎቹ ፣ ላይ ፣ እናድርግ ፣ በላቸው ።

62 ይህ ፣ እርሱ ፣ በእርግጥ ፣ እውነተኛ ፣ ታሪክ ፣ ነው ፤ አምላካም ፣ ከአላህ ፣ በስተቀር ፣ ምንም ፣ የለም ። አላህም ፣ እርሱ ፣ በእር

1 ከገርብተኛቸው ፣ አራቂህ ፣ ነኝ ።

ግጥ ፣ አሸናፊው ፣ ጥበበኛው ፣ ነው ።

63 (ከማመን) ፣ እንቢ ፣ ቢሉም ፣ አላህ ፣ አጥፊዎቹን ፣ በእርግጥ ፣ ዐዋቂ ፣ ነው ።

64 የመጽሐፉ ፣ ባለቤቶች ፣ ሆይ ! በኛና ፣ በናንተ ፣ መካከል ፣ ትክክል ፣ ወደኾነች ፣ ቃል ፣ ኩ ፤ (እርሷም) ፣ አላህን ፣ እንጅ ፣ ሌላን ፣ ላንገዛ ፣ በርሱም ፣ ምንንም ፣ ላናጋራ ፣ ከፈላችንም ፣ ከፊሉን ፣ ከአላህ ፣ ሌላ ፣ አማልክት ፣ አድርጎ ፣ ላይይዝ ፣ ነው ፤ በላቸው ። እምቢ ፣ ቢሉም ፣ እኛ ፣ መሰሊዎች ፣ መኾናችንን ፣ መስክሩ ፣ በሏቸው ።

65 እላንተ ፣ የመጽሐፉ ፣ ሰዎች ፣ ሆይ ! በኢብራሂም ፣ ለምን ፣ ትክክራከራላችሁ ? ተውራትና ፣ ኢንጂልም ፣ ከርሱ ፣ በኋላ ፣ እንጅ ፣ አልተወረዱም ፤ ልብ ፣ አታደርጉምን ? በላቸው ።

66 ንቁ ፣ እናንተ ፣ እነዚያ ፣ ለናንተ ፣ በርሱ ፣ ዕውቀት ፣ ባላችሁ ፣ ነገር ፣ የተከራከራችሁ ፣ ናችሁ ፤ ታዲያ ፣ ለናንተ ፣ በርሱ ፣ ዕውቀት ፣ በሌላችሁ ፣ ነገር ፣ ለምን ፣ ትከራከራላችሁ ? አላህም ፣ ያውቃል ። እናንተ ፣ ግን ፣ አታውቁም ።

67 ኢብራሂም ፣ ይሁዳዊም ፣ ከርስቲያንም ፣ አልነበረም ፤ ግን ፣ ወደ ፣ ቀጥተኛው ፣ ሃይማኖት ፣ የተዘነበለ ፣ መሰሊም ፣ ነበረ ፤ ከአጋሪዎችም ፣ አልነበረም ።

68 ከሰው ፣ ሁሉ ፣ በኢብራሂም ፣ ተገቢዎቹ ፣ እነዚያ ፣ የተከተሉትና ፣ ይህ ፣ ነቢይ ፣ እነዚያም ፣ ያመኑት ፣ ናቸው ፤ አላህም ፣ የምእምን ፣ ረዳት ፣ ነው ።

69 ከመጽሐፉ ፣ ባለቤቶች ፣ የኾኑ ፣ ጭፍሮች ፣ ነፍሶቻቸውን ፣ እንጂ ፣ የማያሳስቱ ፣ ሲኾኑ ፣ ሊያሳስቱዎችሁ ፣ ተመኙ ፤ ግን ፣ አያውቁም ።

70 የመጽሐፉ ፣ ባለቤቶች ፣ ሆይ ! እናንተ ፣ የምታውቁ ፣ ስትኾኑ ፣ በአላህ ፣ አንቀጾች ፣ ለምን ፣ ትክክላችሁ ?

71 የመጽሐፉ ፣ ሰዎች ፣ ሆይ ! እውነቱን ፣ በውሸት ፣ ለምን ፣ ትቀላቅላላችሁ ? እውነቱንም ፣ እናንተ ፣ የምታውቁ ፣ ስትኾኑ ፣ ለምን ፣ ትደብቃላችሁ ?

72 ከመጽሐፉ ፣ ባለቤቶች ፣ የኾኑ ፣ ጭፍሮችም ፣ አሉ ፣— በነዚያ ፣ በአመኑት ፣ ላይ ፣ በተወረደው ፣ (ቁርአን) ፣ በቀኑ ፣ መጀመሪያ ፣ ላይ ፣ እመኑበት ፤ በመጨረሻውም ፣ ካዱት ፤ እነርሱ ፣ ሊመለሱ ፣ ይከጀላልና ።

73 እናንተ ፣ የተሰጣችሁትን ፣ ብጤ ፣ አንድም ፣ ሰው ፣ መሰጠቱን ፣ ወይም ፣ እጌታችሁ ፣ ዘንድ ፣ የሚከራከሩዎችሁ ፣ መኾንን ፣ ሃይማኖታችሁን ፣ ለተከተለ ፣ ሰው ፣ ቢኾን ፣ እንጂ ፣ አትመኑ ፣ (አትግለጹ ፣ አሉ) ፤ መምሪያው ፣ የአላህ ፣ መምሪያ ፣ ብቻ ፣ ነው ፣ በላቸው ፤ ችሮታ ፣ በአላህ ፣ እጅ ፣ ነው ፣ ለሚሻው ፣ ይሰጠዋል ፤ አላህም ፣ ችሮታው ፣ ሰፊ ፣ ዐዋቂ ፣ ነው ፣ በላቸው ።

74 በችሮታው ፣ (በነቢይነት) ፣ የሚሻውን ፣ ይመርጣል ፣ አላህም ፣ የታላቅ ፣ ችሮታ ፣ ባለቤት ፣ ነው ።

75 ከመጽሐፉ ፣ ሰዎችም ፣ በብዙ ፣ ገንዘብ ፣ ብታምነው ፣ ወዳንተ ፣ የሚመልሱ ፣ ሰው ፣ አልለ ። ከነ

ሱውም ፡ በአንድ ፡ ዲናር ፡ እንኳ ፡ ብታምነው ፤ ሁል ፡ ጊዜ ፡ በርሱ ፡ ላይ ፡ የምትጠባበቅ ፡ ካልኾንክ ፡ በስተቀር ፡ የማይመልስ ፡ ሰው ፡ አልለ ። ይኸ ፡ በመሃይምናን ፡ (በምናደርገው) ፡ በኛ ፡ ላይ ፡ ምንም ፡ መንገድ ፡ የለብንም ፡ ስለሚሉ ፡ ነው ፤ እነርሱ ፡ እያወቁም ፡ በአላህ ፡ ላይ ፡ ውሸትን ፡ ይናገራሉ ።

76 አይደለም ፡ (አለባቸው ፡ እንጅ) ፤ በቃል ፡ ኪዳን ፡ የሞላና ፡ የተጠነቀቀ ፡ ሰው ፡ አላህ ፡ ጥንቁቆችን ፡ ይወዳል ።

77 እነዚያ ፡ በአላህ ፡ ቃል ፡ ኪዳንና ፡ በመሐላዎቻቸው ፡ ጥቂትን ፡ ዋጋ የሚለውጡ ፡ እነዚያ ፡ በመጨረሻይቱ ፡ ዓለም ፡ ምንም ፡ ዕድል ፡ የላቸውም ፤ በትንሣኤ ፡ ቀንም ፡ አላህ ፡ አያነጋግራቸውም ፤ ወደ ነርሱም ፡ አይመለከትም ፡ አያነጻጽቸውም ፤ ለነሱም ፡ አሳማሚ ፡ ቅጣት ፡ አላቸው ።

78 ከነሱም ፡ እርሱ ፡ ከመጽሐፉ ፡ ያይደለ ፡ ሲኾን ፡ ከመጽሐፉ ፡ መኾኑን ፡ እንድታስቡ ፡ በመጽሐፉ ፡ ምላሶቻቸውን ፡ የሚያጠምሙ ፡ ክፍሎች ፡ አልሉ ። እርሱ ፡ ከአላህ ፡ ዘንድ ፡ ያልኾነ ፡ ሲኾን ፡ እርሱ ፡ ከአላህ ፡ ዘንድ ፡ ነውም ፡ ይላሉ ። እነርሱ ፡ የሚያውቁ ፡ ሲኾኑም ፡ በአላህ ፡ ላይ ፡ ውሸትን ፡ ይናገራሉ ።

79 ለማንም ፡ ሰው ፡ አላህ ፡ መጽሐፍንና ፡ ጥበብን ፡ ነቢይነትንም ፡ ሊሰጠውና ፡ ከዚያም ፡ ለሰዎች ፡ ከአላህ ፡ ሌላ ፡ ለእኔ ፡ ባሮች ፡ ኾኑ ፡ ሊል ፡ አይገባውም ፤ ግን ፡ መጽሐፍን ፡ የምታስተምሩ ፡ በነ

በራችሁትና ፡ የምታጠኑም ፡ በነ በራችሁት ፡ በዕውቀታችሁ ፡ ሠሪዎች ፡ ኹኑ ፡ (ይላችዋል) ።

80 መላእክትንና ፡ ነቢያትንም ፡ አማልክቶች ፡ አድርጋችሁ ፡ እንድትይዙ ፡ ሊያዛችሁ ፡ (አይገባውም) ፤ እናንተ ፡ መሰሉ ሞቶች ፡ ከኾናችሁ ፡ በኋላ ፡ በክሕደት ፡ ያዛችኋልን ?

81 አላህ ፡ የነቢያትን ፡ ቃል ፡ ኪዳን ፡ ከመጽሐፍና ፡ ከጥበብ ፡ ሰጥቻችሁ ፡ ከዚያም ፡ ከእናንተ ፡ ጋር ፡ ላለው ፡ (መጽሐፍ) ፡ የሚያረጋግጥ ፡ መልክተኛ ፡ ቢመጣላችሁ ፡ በርሱ ፡ በእርግጥ ፡ እንደምታምኑበት ፡ በእርግጥም ፡ አንድትረዱት ፡ ሲል ፡ በያዘ ፡ ጊዜ ፡ (አስታውስ) ፤ አረጋገጣችሁን ? በይሃችሁ ፡ ላይ ፡ ኪዳን ፡ ያዛችሁምን ? አላቸው ፤ አረጋገጥን ፡ አሉ እንግዲያስ ፡ መስክሩ ፤ እኔም ፡ ከእናንተ ፡ ጋር ፡ ከመስካሪዎቼ ፡ ነኝ ፡ አላቸው ።

82 ከዚህም ፡ በኋላ ፡ የሸኹ ፡ ሰዎች ፡ እነዚያ ፡ እነሱ ፡ አመጣኞቹ ፡ ናቸው ።

83 በሰማያትና ፡ በምድር ፡ ያሉ ፡ ሁሉ ፤ በውድም ፡ በግድም ፡ ለርሱ ፡ የታዘዙ ፡ ወደርሱም ፡ የሚመለሱ ፡ ሲኾኑ ፡ (ከሐዲዎች) ከአላህ ፡ ሃይማኖት ፡ ሌላን ፡ ይፈልጋሉን ?

84 በአላህ ፡ አመንን ፤ በኛ ፡ ላይ ፡ በተወረደውም ፡ (በቁርአን) ፡ በኢብራሂምና ፡ በኢስማኢልም ፡ በኢስሐቅም ፡ በያዕቆብም ፡ በነገዶችም ፡ ላይ ፡ በተወረደው ፤ ለሙሳና ፡ ለዲሳም ፡ ለነቢያትም ፡ ሁሉ ፡ ከኔታቸው ፡ በተሰጠው ፡

(አመንን) ፤ ከነርሱ ፡ መካከል ፡ አንድንም ፡ አንለይም ፤ እኛ ፡ ለርሱ ፡ ታዛዦች ፡ ነን ፡ በል ።

85 ከኢስላም ፡ ሌላ ፡ ሃይማኖትን ፡ የሚፈልግ ፡ ሰው ፡ ፈጽሞ ፡ ከርሱ ተቀባይ ፡ የለውም ፤ እርሱም ፡ በመጨረሻይቱ ፡ ዓለም ፡ ከከላሪዎቹ ፡ ነው ።

86 ከእምነታቸውና ፡ መልክተኛውም ፡ እውነት ፡ መኾኑን ፡ ከመሰከሩ ፡ የተብራሩ ፡ አንቀጾችም ፡ ከመጡላቸው ፡ በኋላ ፡ የካዱን ፡ ሕዝቦች ፡ አላህ ፡ እንዴት ፡ ያቀናል ፤ አላህ ፡ በዳዮችንም ፡ ሕዝቦች ፡ አያቀናም ።

87 እነዚያ ፡ ቅጣታቸው ፡ የአላህና ፡ የመላእክት ፡ የሰዎችም ፡ ሁሉ ፡ ርግማን ፡ በነሱ ፡ ላይ ፡ መኾን ፡ ነው ።

88 በውስጡ ፡ ዘውታሪዎች ፡ ሲኾኑ ፤ ቅጣቱም ፤ ከነሱ ፡ ላይ ፡ አይቃለልላቸውም ፤ እነሱም ፡ ቀን ፡ አይሰጡም ።

89 እነዚያ ፡ ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ንስሐ ፡ የገቡና ፡ (ሥራቸውን) ፡ ያሳመሩ ፡ ሲቀሩ ፡ (እነዚህንስ ፡ ይምራቸዋል) ፤ አላህ ፡ መሐሪ ፡ አዛኝ ፡ ነውና ።

90 እነዚያ ፡ ከእምነታቸው ፡ በኋላ ፡ የካዱ ፡ ከዚያም ፡ ከሕደትን ፡ የጨመሩ ፡ ጸጸታቸው ፡ ፈጽሞ ፡ ተቀባይ ፡ የላትም ፡ እነዚያም ፡ የተሳሳቱ ፡ እነርሱ ፡ ናቸው ።

91 እነዚያ ፡ የካዱና ፡ እነርሱም ፡ በክሕደታቸው ፡ ላይ ፡ እንዳሉ ፡ የሞቱ ፡ ከነሱ ፡ ከአንዳቸው ፡ በምድር ፡ ሙሉ ፡ የኾነ ፡ ወርቅ ፡ (ቢኖረውና) ፡ በርሱ ፡ ቢበኾቡትም ፡ እንኳ ፡ ፈጽሞ ፡ ተቀባይን ፡

አያገኝም ፤ እነዚያ ፡ ለነርሱ ፡ የሚያሰቃይ ፡ ቅጣት ፡ አላቸው ፤ ለነርሱም ፡ ምንም ፡ ረዳቶች ፡ የሏቸውም ።

* * *

92 የምትወዱትን ፡ እስከምትለግሱ ፡ ድረስ ፡ በጎን ፡ ሥራ ፡ (ዋጋውን) ፡ አታገኙም ፤ ከምንም ፡ ነገር ፡ ብትለግሱ ፡ አላህ ፡ ያውቀዋል ።

93 ተውራት ፡ ከመወረድዎ ፡ በፊት ፡ እስራኤል ፡ በራሱ ፡ ላይ ፡ እርም ፡ ካደረገው ፡ ነገር ፡ በስተቀር ፡ ምግብ ፡ ሁሉ ፡ ለእስራኤል ፡ ልጆች ፡ የተፈቀደ ፡ ነበር ፤ እውነተኛችሁ ፡ እንደኾናችሁ ፡ ተውራትን ፡ አምጡ ፡ እንብቡዋትም ፡ በላቸው ።

94 ከዚህም ፡ በኋላ ፡ በአላህ ፡ ላይ ፡ ውሸትን ፡ የቀጣጠፉ ፡ ሰዎች ፡ እነዚያ ፡ እነርሱ ፡ በደለኞች ፡ ናቸው ።

95 አላህ ፡ ውነትን ፡ ተናገረ ፤ የኢብራሂምንም ፡ መንገድ ፡ ወደ ፡ እውነት ፡ ያዘነበለ ፡ ሲኾን ፡ ተከተሉ ፤ ከአጋሪዎቹም ፡ አልነበረም ፡ በላቸው ።

96 ለሰዎች ፡ (መጸለያ) ፡ መጀመሪያ ፡ የተኖረው ፡ ቤት ፡ ብሩክና ፡ ለዓለማት ፡ ሁሉ ፡ መምሪያ ፡ ሲኾን ፡ ያ ፡ በበካህ ፡ (በመካ) ፡ ያለው ፡ ነው ።

97 በውስጡ ፡ ግልጽ ፡ የኾኑ ፡ ታምራቶች ፡ የኢብራሂም ፡ መቆሚያ ፡ አልለ ። የገባውም ፡ ሰው ፡ ጸጥተኛ ፡ ይኾናል ፤ (1) ለአላህም ፡ በሰዎች ፡ ላይ ፡ ወደርሱ ፡ መኾኔድን ፡ በቻለ ፡ ሁሉ ፡ ላይ ፡ ቤቱን ፡ መጎ

1 ሰላምን ፡ ያገኛል ።

ብኘት ፡ ግዴታ ፡ አለባቸው ፤ የካደም ፡ ሰው ፡ አላህ ፡ ከዓለ ማት ፡ ሁሉ ፡ የተብቃቃ ፡ ነው ።

98 የመጽሐፉ ፡ ባለቤቶች ፡ ሆይ ፤ አላህ ፡ በምትሠሩት ፡ ሁሉ ፡ ላይ ፡ ዐዋቂ ፡ ሲኾን ፡ በአላህ ፡ ታም ራት ፡ ለምን ፡ ትክፋላችሁ ? በላ ቸው ።

99 የመጽሐፉ ፡ ሰዎች ፡ ሆይ ፤ እና ንተ ፡ መስካሪዎች ፡ ኾናችሁ ፡ ከአላህ ፡ መንገድ ፡ መጥመጫን ፡ የምትፈልጓት ፡ ስትኾኑ ፡ ያመነን ሰው ፡ ለምን ፡ ትከለክላላችሁ ? አላህም ፡ ከምትሠሩት ፡ ነገር ፡ ሁሉ ፡ ዘንጊ ፡ አይደለም ፡ በላ ቸው ።

100 እላንተ ፡ ያመናችሁ ፡ ሆይ ፤ ከነ ዚያ ፡ መጽሐፉን ፡ ከተሰጡት ፡ ሰዎች ፡ ከፊሉን ፡ ብትታዘዙ ፡ ከእምነታችሁ ፡ በኋላ ፡ ከሐዲ ዎች ፡ አድርገው ፡ ይመልሱዎ ችኋል ።

101 የአላህም ፡ አንቀጾች ፡ በናንተ ፡ ላይ ፡ የሚነበሱ ፡ ሲኾኑ ፡ መል ክተኛውም ፡ በውስጣችሁ ፡ ያለ ፡ ሲኾን ፡ እናንተ ፡ እንዴት ፡ ትክ ፋላችሁ ! በአላህም ፡ የሚጠበቅ ፡ ሰው ፡ ወደ ፡ ቀጥተኛው ፡ መን ገድ ፡ በእርግጥ ፡ ተመራ ።

102 እላንተ ፡ ያመናችሁ ፡ ሆይ ፤ አላ ህን ፡ ተገቢውን ፡ መጠንቀቅ ፡ ተጠንቀቁት ፤ እናንተም ፡ መሰሊ ሞች ፡ ኾናችሁ ፡ እንጅ ፡ አት ሙቱ ።

103 የአላህንም ፡ (የማመን) ፡ ገመድ ፡ ሁላችሁም ፡ ያዙ ፤ አትለያዩም ፤ ጠበቆችም ፡ በነበራችሁ ፡ ጊዜ ፡ በናንተ ፡ ላይ ፡ (የዋለውን) ፡ የአ ላህን ፡ ጸጋ ፡ አስታውሱ ፤ በልቦ

ቻችሁም ፡ መካከል ፡ አስማማ ፤ በጸጋውም ፡ ወንድማማቾች ፡ ኾናችሁ ፤ በእሳት ፡ ጉድጓድ ፡ አፋፍም ፡ ላይ ፡ ነበራችሁ ፤ ከእ ርስዋም ፡ አዳናችሁ ፤ እንደዚሁ ፡ ትመሩ ፡ ዘንድ ፡ አላህ ፡ ለናንተ ፡ አንቀጾቹን ፡ ያብራራል ።

104 ከናንተም ፡ ወደ ፡ በጉ ፡ ነገር ፡ የሚጠሩ ፡ በመልካም ፡ ሥራም ፡ የሚያዙ ፡ ከክፉ ፡ ነገርም ፡ የሚከ ለክሉ ፡ ሕዝቦች ፡ ይኑሩ ። እነዚ ያም ፡ እነሱ ፡ የሚድኑ ፡ ናቸው ።

105 እንደነዚያም ፡ ግልጽ ፡ ታምራት ፡ ከመጣላቸው ፡ በኋላ ፡ እንደ ፡ ተለያዩትና ፡ እንደ ፡ ተጨቃጨ ቁት ፡ አትኾኑ ፤ እነዚያም ፡ ለነ ርሱ ፡ ታላቅ ፡ ቅጣት ፡ አላቸው ።

106 ፊቶች ፡ የሚያበሩበትን ፡ ፊቶ ችም ፡ የሚጠቁሩበትን ፡ ቀን ፡ (አስታውስ) ፤ እነዚያ ፡ ፊቶቻ ችው ፡ የጠቆሩትማ ፡ ከእምነታ ችሁ ፡ በኋላ ፡ ካዳችሁን ? ትክ ጻት ፡ በነበራችሁት ፡ ነገር ፡ ቅጣ ቱን ፡ ቅመሱ ፡ (ይባላሉ) ።

107 እነዚያም ፡ ፊቶቻቸው ፡ ያበሩ ትማ ፡ በአላህ ፡ ችሮታ ፡ (ገ ነት) ፡ ውስጥ ፡ ናቸው ፤ እነ ርሱ ፡ በውስጧ ፡ ዘውታሪዎች ፡ ናቸው ።

108 ይህች ፡ በእንተ ፡ ላይ ፡ በውነት ፡ የምናነባት ፡ ስትኾን ፡ የአላህ ፡ ታምራት ፡ ናት ፤ አላህም ፡ ለዓለ ማት ፡ በደልን ፡ የሚሻ ፡ አይ ደለም ።

109 በሰማያት ፡ ያለውና ፡ በምድር ፡ ያለውም ፡ ሁሉ ፡ የአላህ ፡ ነው ፤ ነገሮችም ፡ ሁሉ ፡ ወደ ፡ አላህ ፡ ብቻ ፡ ይመለሳሉ ።

110 ለሰዎች ፡ ከተገለጸች ፡ ሕዝብ ፡ ሁሉ ፡ በላጭ ፡ ኾናችሁ ፤ በጽ ድቅ ፡ ነገር ፡ ታዛላችሁ ፤ ከመጥ ፎም ፡ ነገር ፡ ትከለክላላችሁ ፤ በአላህም ፡ (እንድነት) ፡ ታምና ላችሁ ፤ የመጽሐፉም ፡ ሰዎች ፡ ባመኑ ፡ ኖሮ ፡ ለነርሱ ፡ የተሻለ ፡ በኾነ ፡ ነበር ፤ ከነርሱ ፡ አማኞች ፡ አልሉ ፤ አብዛኞቻቸው ፡ ግን ፡ አመጸኞች ፡ ናቸው ።

111 ማስከፋትን ፡ እንጅ ፡ ፈጽሞ ፡ አይጉዳዎችሁም ፤ ቢዋጉዎች ሁም ፡ ጀርባዎችን ፡ ያዙሩላች ኋል ፤ (ይሸሻሉ) ፤ ከዚያም ፡ አይረዱም ።

112 የትም ፡ በተገኙበት ፡ ስፍራ ፡ ከአ ላህ ፡ በኾነ ፡ ቃል ፡ ኪዳን ፡ ከሰ ዎችም ፡ በኾነ ፡ ቃል ፡ ኪዳን ፡ (የተጠበቁ) ፡ ካልኾኑ ፡ በስተቀር ፡ በነርሱ ፡ ላይ ፡ ውርደት ፡ ተመ ታችባቸው ፤ ከአላህም ፡ በኾነ ፡ ቁጣ ፡ ተመለሱ ፤ በነርሱም ፡ ላይ ፡ ድኾነት ፡ ተመታችባቸው ፤ ይኸ ፡ እነርሱ ፡ በአላህ ፡ ታምራት ፡ ይክዱ ፡ ስለ ፡ ነበሩና ፡ ነቢያት ንም ፡ ያለ ፡ ሕግ ፡ ይገድሉ ፡ ስለ ፡ ነበሩ ፡ ነው ፤ ይህ ፡ በማመጣቸ ውና ፡ ወሰንን ፡ ይተላለፉ ፡ ስለ ፡ ነበሩ ፡ ነው ።

113 (የመጽሐፉ ፡ ሰዎች ፡ ሁሉ) ፡ እኩል ፡ አይደሉም ፤ ከመጽሐፉ ፡ ሰዎች ፡ ቀጥ ፡ ያሉ ፡ በሌሊት ፡ ሰዓቶች ፡ እነርሱ ፡ የሚሰግዱ ፡ ኾነው ፡ የአላህን ፡ አንቀጾች ፡ የሚያነቡ ፡ ሕዝቦች ፡ አልሉ ።

114 በአላህና ፡ በመጨረሻው ፡ ቀን ፡ ያምናሉ ፤ በጽድቅ ፡ ነገርም ፡ ያዛሉ ፡ ከመጥፎ ፡ ነገርም ፡ ይከ ለክላሉ ፤ በበጉ ፡ ሥራዎችም ፡

ይጣደፋሉ ። እነዚያም ፡ ከመል ካሞቹ ፡ ናቸው ።

115 ከበጉ ፡ ሥራ ፡ ማንኛውንም ፡ ቢሠሩ ፡ አይካዱትም ፤ (1) አላ ህም ፡ ጥንቁቆቹን ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ።

116 እነዚያ ፡ የካዱት ፡ ሰዎች ፡ ገንዘቦ ቻቸውና ፡ ልጆቻቸው ፡ ከአላህ ፡ (ቅጣት) ፡ እነርሱን ፡ ምንንም ፡ አያድኑዎቻቸውም ፤ እነዚያም ፡ የእሳት ፡ ጓዶች ፡ ናቸው ፤ እነርሱ ፡ በእርስዎ ፡ ውስጥ ፡ ዘውታሪዎች ፡ ናቸው ።

117 የዚያ ፡ በዚች ፡ በቅርቢቱ ፡ ሕይወት ፡ የሚለግሱት ፡ ነገር ፡ ምሳሌ ፡ በውስጧ ፡ ውርጭ ፡ ያለ ባት ፡ ነፋስ ፡ ነፍሶቻቸውን ፡ የበ ደሉን ፡ ሕዝቦች ፡ አዝመራ ፡ እንደ ፡ ነካችና ፡ እንዳጠፋችው ፡ ብጤ ፡ ነው ፤ አላህም ፡ አልበደ ላቸውም ፡ ግን ፡ ነፍሶቻቸውን ፡ ይበድላሉ ።

118 እናንተ ፡ ያመናችሁ ፡ ሆይ ፤ ከና ንተ ፡ ሌላ ፡ ምስጢረኛን ፡ አት ያዙ ፤ ማባላሽትን ፡ አይገቱላች ሁም ፤ ጉዳታችሁን ፡ ይወዳሉ ፡ ጥላቻይቱ ፡ ከአርቻቸው ፡ በእ ርግጥ ፡ ተገለጸች ። ልቦቻቸውም ፡ የሚደብቁት ፡ ይበልጥ ፡ ትልቅ ፡ ነው ። ልብ ፡ የምታደርጉ ፡ እን ደኾናችሁ ፡ ለናንተ ፡ ማብራሪያ ዎችን ፡ በእርግጥ ፡ ገለጽን ።

119 እነሆ ፡ እናንተ ፡ እነዚያ ፡ የምት ወዱዎቸው ፡ ናችሁ ፤ (እነሱ) ፡ ግን ፡ አይወዱዎችሁም ። በመጽ ሐፉም ፡ በሁሉም ፡ ታምናላችሁ ፤ ባገኙዎችሁም ፡ ጊዜ ፡ አምነናል ፡ ይላሉ ፤ ባገለሉም ፡ ጊዜ ፡ ከቁጭ ታቸው ፡ የተነሳ ፡ በናንተ ፡ ላይ ፡

1 አሊላምን ፡ ተቀብለው ፡ በበጉ ፡ ምግባራቸው ፡ እስከቀጠሉ ፡ ድረስ ፡ ምንጻቸውን ፡ አያጡም ።

44 ምዕራፍ : 3 አሊ-ዲምራን ። ክፍል : 4 ።

ዐጥቆቻቸውን ፡ ይነክሳሉ ፡- በቁ ጭታቸው ፡ ሙቱ ፤ አላህ ፡ ልቦች ፡ የቋጠሩትን ፡ ዐዋቂ ፡ ነውና ፡ በላቸው ።

120 ደግ ፡ ነገር ፡ ብትነካችሁ ፡ ታስከሩቸዋለች ። መጥፎም ፡ ነገር ፡ ብታገኛችሁ ፡ በርሷ ፡ ይደሰታሉ፤ ብትታገሡና ፡ ብትጠነቀቁም ፡ ተንኮላቸው ፡ ምንም ፡ አይጉዳችሁም ። አላህ ፡ በሚሠሩት ፡ ሁሉ ፡ (በዕውቀቱ) ፡ ከባቢ ፡ ነውና ።

121 ለምእምናቸው ፡ ለውጊያ ፡ ስፍራዎችን ፡ የምታዘጋጁ ፡ ኾነህ ፡ ከቤተሰብህ ፡ በማለድክ ፡ ጊዜ ፡ (አስታውስ) ፡ አላህም ፡ ለሚ ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ።

122 ከናንተ ፡ ሁለት ፡ ጭፍሮች ፡ አላህ ፡ ረዳታቸው ፡ ሲኾን ፡ ለመፍራት ፡ ባሰቡ ፡ ጊዜ ፡ (አስታውስ) ፤ በአላህም ፡ ላይ ፡ ብቻ ፡ ምእምናዎች ፡ ይመኩ ።

123 በበድርም ፡ እናንተ ፡ ጥቂቶች ፡ ኾናችሁ ፡ ሳለ ፡ አላህ ፡ በእርግጥ ፡ ረዳችሁ ፤ አላህንም ፡ ታመሰግኑ ፡ ዘንድ ፡ ፍሩት ።

124 ለምእምናን ፡ ጌታችሁ ፡ በሦስት ፡ ሺሕ ፡ መላእክት ፡ የተወረዱ ፡ ሲኾኑ ፡ ቢረዳችሁ ፡ አይበቃችሁምን ? በምትል ፡ ጊዜ ፡ (አስታውስ) ።

125 አዎን ፡ ብትታገሡና ፡ ብትጠነቀቁ ፡ ከዚህም ፡ ፍጥነታቸው ፡ (ጠላቶቻችሁ) ፡ ቢመጡባችሁ ፡ ጌታችሁ ፡ ምልክት ፡ ባላቸው ፡ አምስት ፡ ሺሕ ፡ መላእክት ፡ ይረዳችኋል ።

126 አላህም ፡ (እርዳታውን) ፡ ለናንተ ፡ ብስራትና ፡ ልቦቻችሁ ፡ በርሱ ፡

እንዲረኩ ፡ እንጂ ፡ አላደረገውም፤ ድልም ፡ መንሳት ፡ አሸናፊ ፡ ጥበብ ፡ ከኾነው ፡ አላህ ፡ ዘንድ ፡ እንጅ ፡ ከሌላ ፡ አይደለም ።

127 (ድልን ፡ ያገናኝላችሁ) ፡ ከነዚያ ከካዱት ፡ ከፊልን ፡ ሊቆርጥ ፡ (ሊያጠፋ) ፡ ወይም ፡ ሊያዋርዳቸውና ፡ ያፈሩ ፡ ኾነው ፡ እንዲመለሱ ፡ ነው ።

128 (አላህ) ፡ በነርሱ ፡ ላይ ፡ ይቅርታ ፡ እስኪያደርግ ፡ ወይም ፡ እነርሱ ፡ በዳዮች ፡ ናቸውና ፡ እስኪቀጣቸው ፡ ድረስ ፡ ላንተ ፡ ከነገሩ ፡ ምንም ፡ የለህም ።

129 በሰማያት ፡ ያለው ፡ በምድርም ፡ ያለው ፡ ሁሉ ፡ የአላህ ፡ ነው ፤ ለሚሻው ፡ ሰው ፡ ይምራል ፤ የሚሻውንም ፡ ሰው ፡ ይቀጣል ፤ አላህም ፡ መሐሪ ፡ አዛኝ ፡ ነው ።

130 እናንተ ፡ ያመናችሁ ፡ ሆይ ፡ አራጣን ፡ የተነባበሩ ፡ እጥፎች ፡ ሲኾኑ ፡ አትብሉ ፤ ትድኑም ፡ ዘንድ ፡ አላህን ፡ ፍሩ ።

131 ያችንም ፡ ለከሐዲዎች ፡ የተደገሰችውን ፡ እሳት ፡ ተጠንቀቁ ።

132 ይታዘንላችሁም ፡ ዘንድ ፡ አላህንና ፡ መልክተኛውን ፡ ታዘዙ ።

133 ከጌታችሁ ፡ ወደ ፡ ኾነችም ፡ ምሕረትና ፡ ስፋትዋ ፡ እንደ ፡ ሰማያትና ፡ ምድር ፡ ወደ ፡ ኾነች ፡ ገነት ፡ አላህን ፡ ለሚፈሩ ፡ የተዘጋጀች ፡ ስትኾን ፡ ተቻኩሉ ።

134 ለነዚያ ፡ በድሎትም ፡ ኾነ ፡ በችግር ፡ ለሚለግሱት ፡ ቁጭትንም ፡ ገቼዎች ፡ ከሰዎችም ፡ ይቅርታ ፡ አድራጊዎች ፡ ለኾኑት ፡ (ተደግሳለች) ፤ አላህም ፡ በጉ ፡ ሠሪዎችን ፡ ይወዳል ።

135 ለነዚያም ፡ መጥፎ ፡ ሥራን ፡ በሠሩ ፡ ወይም ፡ ነፍሶቻቸውን ፡ በበደሉ ፡ ጊዜ ፤ አላህን ፡ የሚያስታውሱና ፡ ለገጠአቶቻቸው ፡ ምሕረትን ፡ የሚለምኑ ፡ ለኾኑት ፡ ከአላህም ፡ ሌላ ፡ ገጠአቶችን ፡ የሚምር ፡ አንድም ፡ የለ ፤ (በስሕተት) ፡ በሠሩትም ፡ ላይ ፡ እነርሱ ፡ የሚያውቁ ፡ ሲኾኑ ፡ የማይዘወትሩ ፡ ለኾኑት ፡ (ተደግሳለች) ።

136 እነዚያ ፡ ምንዳቸው ፡ ከጌታቸው ፡ ምሕረትና ፡ በውስጣቸው ፡ ዘውታሪዎች ፡ ሲኾኑ ፡ በሥሮቻቸው ፡ ወንዞች ፡ የሚፈሱባቸው ፡ ገነቶችም ፡ ናቸው ። የሠሪዎችም ፡ ምንዳ ፡ (ገነት) ፡ ምንኛ ፡ እማረች ! ።

137 ከናንተ ፡ በፊት ፡ ድርጊቶች ፡ በእርግጥ ፡ አልፈዋል ። በምድርም ፡ ላይ ፡ ኹዱ ፡ የአስተባባዮችም ፡ ፍጻሜ ፡ እንዴት ፡ እንደ ፡ ነበረ ፡ ተመልከቱ ።

138 ይህ ፡ ለሰዎች ፡ ገላጭ ፤ ለጥንቁቆች ፡ መሪና ፡ ገሣጭ ፡ ነው ።

139 እናንተም ፡ የበላዮች ፡ ስትኾኑ ፡ ምእምናን ፡ እንደኾናችሁ ፡ አትስነፉ ፤ አትዘኑም ።

140 ቁስል ፡ ቢያገኛችሁ ፡ ሰዎቹንም ፡ መሰሉ ፡ ቁስል ፡ አግኝቷቸዋል ፤ ይኸችንም ፡ ቀናት ፡ በሰዎች ፡ መካከል ፡ እናዘዋውራታለን ፤ (እንድትገሠዱና) ፡ አላህም ፡ እነዚያን ፡ ያመኑትን ፡ እንዲያውቅ ፡ (እንዲለይ) ፡ ከናንተም ፡ ሰማዕታትን ፡ እንዲይዝ ፡ ነው ፤ (1) አላህም ፡ በዳዮችን ፡ አይወድም ።

141 አላህም ፡ እነዚያን ፡ ያመኑትን ፡ በሰማዕታትነት ፡ የሚገደሉን ፡ እንዲያደርግ ።

(ከገጠአት) ፡ ሊያነጻጽ ፡ ከሐዲዎችንም ፡ ሊያጠፋ ፡ ነው ።

142 በውነቱ ፡ አላህ ፡ ከናንተ ፡ እነዚያን ፡ የታገሉትን ፡ ሳያውቅ ፡ (ሳይለይ) ፡ ታጋሾቹንም ፡ ሳያውቅ ፡ ገነትን ፡ ልትገቡ ፡ አስባችሁን ?

143 (በጠርነት ፡ ላይ) ፡ መሞትንም ፡ ሳታገኙት ፡ በፊት ፡ በርግጥ ፡ የምትመኙት ፡ ነበራችሁ ፡ እናንተም የምትመለከቱ ፡ ስትኾኑ ፡ በርግጥ ፡ አያችሁት ፤ (ታዲያ ፡ ለምን ሸሻችሁ ?)

144 ሙሐመድም ፡ ከበፊቱ ፡ መልክተኞች ፡ በእርግጥ ፡ ያለፉ ፡ የኾኑ ፡ መልክተኛ ፡ እንጅ ፡ ሌላ ፡ አይደለም ፤ ታዲያ ፡ ቢሞት ፡ ወይም ፡ ቢገደል ፡ ወደኋላችሁ ፡ ትገለበጣላችሁን ? (1) ወደኋላው ፡ የሚገለበጥም ፡ ሰው ፡ አላህን ፡ ምንም አይገዳም ። አላህም ፡ አመስጋኞቹን ፡ በእርግጥ ፡ ይመነዳል ።

145 ለማንኛይቱም ፡ ነፍስ ፡ በአላህ ፡ ፍርድ ፡ ቢኾን ፡ እንጅ ፡ ልትሞት አይገባትም ፤ (ጊዜውም) ፡ ተወሰኖ ፡ ተጽፏል ፤ የቅርቤቱንም ፡ ምንዳ ፡ የሚፈልግ ፡ ሰው ፡ ከእርስዋ ፡ እንሰጠዋለን ። የመጨረሻይቱንም ፡ ምንዳ ፡ የሚፈልግ ፡ ሰው ፡ ከእርስዋ ፡ እንሰጠዋለን ፤ አመስጋኞችንም ፡ በእርግጥ ፡ እንመነዳለን ።

146 ከነቢይም ፡ ብዙ ፡ ሊቃውንት ፡ ከርሱ ፡ ጋር ፡ ኾነው ፡ የተዋጉ ፡ ብዙ ፡ ናቸው ፡ በአላህም ፡ መንገድ ፡ ለሚደርስባቸው ፡ ነገር ፡ አልፈሩም ፤ አልደከሙምም ፤ (ለጠላት) ፡ አልተዋረዱምም ። አላ

1 ወደ ፡ ከሕደት ፡ ተመላሳችሁን ።

ህም ፡ ትዕግሥተኞችን ፡ ይወዳል ።

147 ንግግራቸውም ፡ ጋራቸውን ፡ ሆይ ፡ ታጠቀቸችንና ፡ በነገራችን ፡ ሁሉ ፡ ወሰን ፡ ማለፋችንን ፡ ለኛ ፡ ማር ፤ ይዘታችንንም ፡ አደላድል ፤ (ጸ) በከሐዲዎችም ፡ ሕዝቦች ፡ ላይ ፡ እርዳን ፡ ማለታቸው ፡ እንጅ ፡ ሌላ ፡ አልነበረም ።

148 አላህም ፡ የቅርቢቱን ፡ ምንዳና ፡ የመጨረሻይቱን ፡ መልካም ፡ ምንዳ ፡ ሰጣቸው ። አላህም ፡ በጉ ፡ አድራጊዎችን ፡ ይወዳል ።

149 እናንተ ፡ ያመናችሁ ፡ ሆይ ፤ እነዚያን ፡ የካዱትን ፡ ሰዎች ፡ ብትታዘዙ ፡ ወደ ፡ ጓላችሁ ፡ ይመልሱዎችኋል ፤ ከሳሪዎች ፡ ሽናችሁም ፡ ትገለበጣላችሁ ።

150 (አይረዱችሁም) ፤ ይልቁን ፡ አላህ ፡ ብቻ ፡ ረዳታችሁ ፡ ነው ። እርሱም ፡ ከረዳቶች ፡ ሁሉ ፡ በላጭ ፡ ነው ።

151 በነዚያ ፡ በካዱት ፡ ሰዎች ፡ ልቦች ፡ ውስጥ ፤ አላህ ፡ በርሱ ፡ አስረጅ ፡ ያላወረደበትን ፡ ነገር ፡ በአላህ ፡ በማጋራታቸው ፡ ምክንያት ፡ ፍርሃትን ፡ እንጥላለን ። መኖሪያቸውም ፡ እሳት ፡ ናት ፤ የበዳዮችም ፡ መኖሪያምን ፡ ትከፋ!

152 አላህም ፡ በፈቃዱ ፡ በምትጨፈጭ ፈቸው ፡ ጊዜ ፡ ከዳኑን ፡ በእርግጥ ፡ አረጋገጠላችሁ ። የምትወዱትን ምን ፡ ነገር ፡ ካሳያችሁ ፡ በኋላ ፡ በፈራችሁ ፡ በትእዛዙም ፡ በተጨቃጨቃችሁ ፡ ሳምመጣችሁ ፡ ጊዜ ፡ (እርዳታውን ፡ ከለከላችሁ) ፤ ከናንተ ፡ ውስጥ ፡ ቅርቢቱን ፡ ዓለም ፡ የሚሻ ፡ አልለ ፤ ከናንተም ፡ የመጨረሻይ

ቱን ፡ ዓለም ፡ የሚሻ ፡ አልለ ፤ ከዚያም ፡ ሊሞክራችሁ ፡ ከነርሱ ፡ አዞራችሁ ፡ በእርግጥም ፡ ከናንተ ፡ ይቅርታ ፡ አደረገላችሁ ። አላህም ፡ በምእምናን ፡ ላይ ፡ የችሮታ ፡ ባለቤት ፡ ነው ።

153 መልክተኛው ፡ ከኋላችሁ ፡ የሚጠራችሁ ፡ ሲኾን ፡ ርቃችሁ ፡ በምትሸሹ ፡ በአንድም ፡ ላይ ፡ የማትዘሩ ፡ በኾናችሁ ፡ ጊዜ ፡ (አስታውሱ) ፤ ባመለጣችሁ ፡ በደረሰባችሁም ፡ ነገር ፡ እንድታዘኑ ፡ በሐሳብ ፡ ላይ ፡ ሐሳብን ፡ መነዳችሁ ፡ አላህም ፡ በምትሠሩት ፡ ሁሉ ፡ ውስጠ ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ።

154 ከዚያም ፡ ከጭንቅ ፡ በኋላ ፡ ጸጥታን ፡ ከናንተ ፡ ከፈሉችን ፡ የሚሸፍንን ፡ እንቅልፍ ፡ በናንተ ፡ ላይ ፡ አወረደ ፤ ከፈሉቹም ፡ ነፍሶቻቸው ፡ በእርግጥ ፡ አሳሰቧቸው ። እውነት ፡ ያልኾነውን ፡ የመሃይምነትን ፡ መጠራጠር ፡ በአላህ ፡ ይጠራጠራሉ ፤ ከነገሩ ፡ ለኛ ፡ ምንም ፡ የለንም ፡ ይላሉ ፤ ነገሩ ፡ ሁሉም ፡ ለአላህ ፡ ነው ፡ በላቸው ። ለአንተ ፡ የማይገልጹትን ፡ በነፍሶቻቸው ፡ ውስጥ ፡ ይደብቃሉ ፤ ከነገሩ ፡ ለኛ ፡ አንዳች ፡ በነበረን ፡ ኖሮ ፡ እዚህ ፡ ባልተገደልን ፡ ነበር ፡ ይላሉ ። በቤታችሁ ፡ ውስጥ ፡ በኾናችሁም ፡ ኖሮ ፡ እነዚያ ፡ በነርሱ ፡ ላይ ፡ መገደል ፡ የተጻፈባቸው ፡ ወደ ፡ መውደቂያቸው ፡ በወጡ ፡ ነበር ፡ በላቸው ፤ አላህ ፡ (ፍርዱን ፡ ሊፈጽምና) ፡ በደረቶቻችሁም ፡ ውስጥ ፡ ያለውን ፡ ሊፈትን ፡ በልቻችሁም ፡ ውስጥ ፡ ያለውን ፡

ነገር ፡ ሊገልጽ ፡ (ይህን ፡ ሠራ) ፤ አላህም ፡ በደረቶች ፡ ውስጥ ፡ ያለን ፡ ሁሉ ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ።

155 እነዚያ ፡ ሁለቱ ፡ ጭፍሮች ፡ በተገናኙ ፡ ቀን ፡ ከእናንተ ፡ የሸሹት ፡ ሰዎች ፡ በዚያ ፡ በሠሩት ፡ ከፊል ፡ ምክንያት ፡ ያሳሳታቸው ፡ ሰይጣን ፡ ነው ፤ አላህም ፡ ከነሱ ፡ በእርግጥ ፡ ይቅር ፡ አለ ፤ አላህ ፡ መሐሪ ፡ በቅጣት ፡ የማይቸኩል ፡ ነውና ።

156 እናንተ ፡ ያመናችሁ ፡ ሆይ ፤ እንደነዚያ ፡ እንደ ፡ ካዱትና ፡ ስለ ፡ ወንድሞቻቸው ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ በተጓዙ ፡ ወይም ፡ ዘማች ፡ በኾኑ ፡ ጊዜ ፡ እኛ ፡ ዘንድ ፡ በነበሩ ፡ ኖሮ ፡ ባልሞቱም ፡ ባልተገደሉም ፡ ነበር ፡ እንደሚሉት ፡ አትኹኑ ፤ አላህ ፡ ይኸንን ፡ በልቻቸው ፡ ውስጥ ፡ ጸጸት ፡ ያደርግባቸው ፡ ዘንድ ፡ (ይህንን ፡ አሉ) ። አላህም ፡ ሕያው ፡ ያደርጋል ፤ ይገድላልም ። አላህም ፡ የምትሠሩትን ፡ ሁሉ ፡ ተመልካች ፡ ነው ።

157 በአላህም ፡ መንገድ ፡ ብትገደሉ ፡ ወይም ፤ ብትሞቱ ፡ ከአላህ ፡ የኾነው ፡ ምሕረትና ፡ እዝነት ፡ (እነርሱ) ፡ ከሚሰበሰቡት ፡ ሀብት ፡ በእርግጥ ፡ በላጭ ፡ ነው ።

158 ብትሞቱም ፡ ወይም ፡ ብትገደሉ ፡ በእርግጥ ፡ ወደ ፡ አላህ ፡ ብቻ ፡ ትሰበሰባላችሁ ።

159 ከአላህም ፡ በኾነች ፡ ችሮታ ፡ ለዘብከላቸው ። ዐመለ ፡ መጥፎ ፡ ልብ ፡ ደረቅም ፡ በኾንክ ፡ ኖሮ ፡ ከዙሪያህ ፡ በተበተኑ ፡ ነበር ። ከነርሱም ፡ ይቅር ፡ በል ። ለነርሱም ፡ ምሕረትን ፡ ለምንላቸው ።

በነገሩም ፡ ሁሉ ፡ አማክራቸው ። ቁርጥ ፡ ሐሳብም ፡ ባደረገህ ፡ ጊዜ ፡ በአላህ ፡ ላይ ፡ ተመካ ። አላህ ፡ በርሱ ፡ ላይ ፡ ተመኪዎችን ፡ ይወዳልና ።

160 አላህ ፡ ቢረዳችሁ ፡ ለናንተ ፡ እሸናሬ ፡ የለም ፤ ቢያዋርዳችሁም ፡ ያ ፡ ከርሱ ፡ (ማዋረድ) ፡ በኋላ ፡ የሚረዳችሁ ፡ ማንው ? በአላህም ፡ ላይ ፡ ብቻ ፡ ምእምናን ፡ ይመኩ ።

161 ለነቢይም ፡ ሰለባን ፡ መደበቅ ፡ አይገባውም ። ሰለባንም ፡ የሚደብቅ ፡ ሰው ፡ በትንሣኤ ፡ ቀን ፡ በደበቀው ፡ ነገር ፡ (ተሸክሞ) ፡ ይመጣል ። ከዚያም ፡ ነፍስ ፡ ሁሉ ፡ የሥራዋን ፡ ዋጋ ፡ ትሞላለች ። እነርሱም ፡ አይበደሉም ።

162 የአላህን ፡ ውዴታ ፡ የተከተለ ፡ ሰው ፡ ከአላህ ፡ በኾነ ፡ ቁጣ ፡ እንደ ፡ ተመለሰና ፡ መኖሪያው ፡ ገሀነም ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡ ሰው ፡ ነውን ? መመለሻውም ፡ ምን ፡ ይከፋ !

163 እነርሱ ፡ አላህ ፡ ዘንድ ፡ ባለ ፡ ደረጃዎች ፡ ናቸው ፤ አላህም ፡ የሚሠሩትን ፡ ነገር ፡ ተመልካች ፡ ነው ።

164 አላህ ፡ በምእምናን ፡ ላይ ፡ ከጎሳቸው ፡ የኾነን ፤ በነርሱ ፡ ላይ ፡ አንቀጾቹን ፡ የሚያነብ ፡ የሚያጠራቸውም ፡ መጽሐፍንና ፡ ጥበብን ፡ የሚያስተምራቸውም ፡ የኾነን ፡ መልክተኛ ፡ በውስጣቸው ፡ በላክ ፡ ጊዜ ፤ በእርግጥ ፡ ለገሰላቸው ፤ እነርሱም ፡ ከዚያ ፡ በፊት ፡ በግልጽ ፡ ስሕተት ፡ ውስጥ ፡ ነበሩ ።

165 ሁለት ፡ ብጤዎችዎን ፡ በእርግጥ ፡ ያገኛችሁ ፡ የኾነች ፡ መከራ ፡ (መጠቃት) ፡ ባገኘችሁ ፡ ጊዜ ፡

ይህ : ከየት : ነው : አላችሁን ?
 እርሱ : ከነፍሶቻችሁ : ዘንድ :
 ነው ። አላህ : በነገሩ : ሁሉ : ላይ
 ቻይ : ነውና : በላቸው ።

166 ሁለቱ : ጭፍርቸም : በተጋጠሙ
 ቀን : የደረሰባችሁ : በአላህ :
 ፈቃድ : ነው ፤ ምእምናንንም :
 (ሊፈትንና) : ሊገልጽ : ነው ።

167 እነዚያንም : የነፈቁትንና : ለነ
 ርሱ : ኑ ፤ በአላህ : መንገድ :
 ተጋደሉ ፤ ወይም : ተከላከሉ ፤
 የተባሉትን : ሊገልጽ : ነው ።
 መዋጋትን : (መኖሩን) : ብናውቅ
 ኖሮ : በተከተልናችሁ : ነበር ፤
 አሉ ፤ እነርሱ : ያን : ጊዜ : ከእ
 ምነት : ይልቅ : ወደ : ከሕደት :
 የቀረቡ : ናቸው ፤ በልቦቻቸው :
 የሌለውን : በአፎቻቸው : ይናገ
 ሬሉ ። አላህም : የሚደብቁትን :
 ዐዋቂ : ነው ።

168 እነዚያ (ከትግል) : የቀሩ : ሲ
 ሹኑ : ለወንድሞቻቸው :— በታዘ
 ዙን : ኖሮ : ባልተገደሉ : ነበር ፤
 ያሉ : ናቸው : እውነተኛች : እን
 ደሹናችሁ : ከነፍሶቻችሁ : ላይ :
 ሞትን : ገፍትሩ : በላቸው ።

169 እነዚያን : በአላህ : መንገድ :
 የተገደሉትን : ሙታን : አድር
 ገህ : አትገምታቸው ። በእርግጥ :
 እነርሱ : እንታቸው : ዘንድ :
 ሕያዋን : ናቸው ፤ ይመገባሉ ።

170 አላህ : ከቸሮታው : በሰጣቸው :
 ነገር : ተደላሾች : ሲሹኑ : (ይመ
 ገባሉ) ፤ በነዚያም : ከኋላቸው :
 ገና : በነርሱ : ባልተከተሉት :
 (1) በነርሱ : ላይ : ፍርሃት : ባለ :
 መኖሩና : እነርሱም : የማያዘኑ :
 በመሾናቸው : ይደሰታሉ ።

171 ከአላህ : በሽን : ጸጋና : ልግስና :
 አላህም : የምእምናንን : ምንጻ :
 የማያጠፋ : በመሆኑ : ይደሰታሉ ።

172 እነዚያ : መቁሰል : ከገኛቸው :
 በኋላ : ለአላህና : ለመልክተኛው
 የታዘዙት : ከነሱ : ለነዚያ : በጉ :
 ለሠሩትና : ለተጠነቀቁት : ታ
 ላቅ : ምንጻ : አላቸው ።

173 እነዚያ : ሰዎቹ : ለነርሱ :— ሰዎች
 ለናንተ : (ጦርን) : አከማችተ
 ዋልና : ፍሩዋቸው : ያሉዋቸውና
 (ይህም) : እምነትን : የጨመረላ
 ቸው : በቂያችንም : አላህ : ነው ።
 ምን : ያምርም : መጠጊያ ፤ ያሉ
 ናቸው ።

174 ከአላህም : በሽን : ጸጋና : ችሮታ :
 ክፉ : ነገር : ያልነካቸው : ሽንው :
 ተመለሱ ፤ የአላህንም : ውደታ :
 ተከትተሉ ፤ አላህም : የታላቅ :
 ችሮታ : ባለቤት : ነው ።

175 ይሃችሁ : ሰይጣን : ብቻ : ነው ።
 ወዳጆቹን : ያስፈራራችኋል ፤
 አትፍሩዋቸውም ፤ ምእምናንም :
 እንደሹናችሁ : ፍሩኝ ።

176 እነዚያም : በከሕደት : የሚቻ
 ኮሉት : አያሳዝኑ ። እነርሱ :
 ፈጽሞ : አላህን : በምንም : አይ
 ጉዱምና ፤ አላህ : በመጨረሻ
 ይቱ : ዓለም : ለነሱ : ዕድልን :
 ላያደርግ : ይሻል ፤ ለነርሱም :
 ታላቅ : ቅጣት : አላቸው ።

177 እነዚያ : ከሕደትን : በእምነት :
 የለወጡ : አላህን : በምንም :
 ነገር : ፈጽሞ : አይጉዱትም ፤
 ለነሱም : አላማሚ : ቅጣት :
 አላቸው ።

178 እነዚያ : የካዱት : ሰዎች : እነ
 ርሱን : ማዘግየታችንን : ለነፍ
 ሶቻቸው : ደግ : ነገር : ነው ።

ብለው : አያሰቡ : እነርሱን : የም
 ናዘገያቸው : ኃጢአትን : እንዲ
 ጨምሩ : ብቻ : ነው ፤ ለነሱም :
 አዋራጅ : ስቃይ : አላቸው ።

179 አላህ : መጥፎውን : ከመልካሙ :
 እስከሚለይ : ድረስ : ምእምናንን
 እናንተ : በርሱ : ላይ : ባላችሁ
 በት : (ሹኔታ) : ላይ : የሚተው :
 አይደለም ፤ አላህም : ሩቁን :
 ነገር : የሚያሳውቃችሁ : አይ
 ደለም ፤ ግን : አላህ : ከመልክተ
 ሞቹ : የሚሻውን : ይመርጣል ፤
 በአላህና : በመልክተኞቹም :
 እመኑ ። ብታምኑና : ብትጠነቀ
 ቁም : ለናንተ : ታላቅ : ምንጻ :
 አላችሁ ።

180 እነዚያም : አላህ : ከቸሮታው :
 በሰጣቸው : ገንዘብ : የሚነፍጉ :
 እርሱ : ለነሱ : ደግ : አይምሰላ
 ቸው ፤ ይልቁንም ፤ እርሱ : ለነሱ :
 መጥፎ : ነው ፤ ያንን : በርሱ :
 የነፈጉበትን : በትንሣኤ : ቀን :
 (እባብ : ሹና) : ይጠለቃሉ ። የሰ
 ግያትና : የምድርም : ውርስ :
 ለአላህ : ብቻ : ነው ፤ አላህም :
 በሚሠሩት : ሁሉ : ውስጥ :
 ዐዋቂ : ነው ።

181 የእነዚያን : አላህ : ድኻ : ነው ።
 እኛ : ግን : ከበርቴዎች : ነን : ያሉ
 ትን : ሰዎች : ቃል : አላህ : በእ
 ርግጥ : ሰማ ፤ ያንን : ያሉትንና :
 ነቢያትን : ያለ : ሕግ : መግደላቸ
 ውን : በእርግጥ : እንጽፋለን ፤
 የእሳትንም : ስቃይ : ቅመሱ :
 እንላቸዋለን ።

182 ያ (ስቃይ) : እጆቻችሁ : ባላለ
 ፋት : ሥራ : ነው ። አላህም :
 ለባሮቹ : በዳይ : ባለመሆኑ :
 ነው ።

183 እነዚያ : ለማንኛውም : መልክ
 ተኛ : እሳት : የምትባለው : የሹ
 ነን : ቁርባን : እስከሚያመጣልን :
 ድረስ : ላናምን : አላህ : ወደኛ :
 አይል : ያሉ : ናቸው ፤ መልክተ
 ሞች : ከኔ : በፊት : በታምራትና :
 በዚያም : ባላችሁት : (ቁርባን) :
 በእርግጥ : መጥተውላችኋል ፤
 እውነተኛች : ከሹናችሁ : ታዲያ :
 ለምን : ገደላችኋቸው ? በላቸው ።

184 ቢያስተባብሉህም : ከአንተ :
 በፊት : በግልጽ : ታምራትና :
 በጽሑፎች : በብሩህ : መጽሐ
 ፍም : የመጡት : መልክተኞች :
 በእርግጥ : ተስተባብለዋል ።

185 ነፍስ : ሁሉ : ሞትን : ቀማሽ :
 ናት ፤ ምንጻዎቻችሁንም : የምት
 ሞሉት : (1) በትንሣኤ : ቀን :
 ብቻ : ነው ። ከእሳትም : የተራ
 ቀና : ገነትን : የተገባ (2) ሰው :
 በእርግጥ : ምኞቱን : አገኘ ።
 ቅርቢቱም : ሕይወት : የመታ
 ለያ : መሣሪያ : እንጅ : ሌላ :
 አይደለችም ።

186 በገንዘቦቻችሁና : በነፍሶቻችሁ :
 በእርግጥ : ትፈተናላችሁ ፤ ከነ
 ዚያም : ከእናንተ : በፊት : መጽ
 ሐፍን : ከተሰጡትና : ከነዚያም :
 ከአጋሩት : ብዙን : ማስቃየት :
 ትሰማላችሁ ፤ ብትታገሡና : ብት
 ጠነቀቁ : ይህ : ከጥብቅ : ነገሮች :
 ነው ።

187 አላህ : የነዚያን : መጽሐፉን :
 የተሰጡትን : ቃል : ኪዳን : ለሰ
 ዎች : በእርግጥ : ታብራሩታላ
 ችሁ : አትደብቁትምም : በማለት :
 የያዘባቸውን : (እስታውሱ) ፤ በጀ

1 ባልሞቱት : ወንድሞቻቸው ።

1 የምትሰጡት ።
2 እንዲገባ : የተደረገ ።

ርባዎቻቸውም ፡ ጳላ ፡ ጣሉት ፤ በርሱም ፡ ጥቂትን ፡ ዋጋ ፡ ገዙ ፤ የሚገዙትም ፡ ነገር ፡ ከፋ ፤

188 እነዚያን ፡ በሠሩት ፡ ነገር ፡ የሚደሰቱትንና ፡ ባልሠሩትም ፡ መመስገንን ፡ የሚወዱትን ፡ አትሰብ ፤ ከቅጣት ፡ በመዳን ፡ ላይ ፡ ናቸው ፡ ብለህ ፡ አትሰባቸው ፤ ለነሱ ፡ አሳማሚ ፡ ቅጣት ፡ አላቸው ።

189 የሰማያትና ፡ የምድር ፡ ንግሥና ፡ ለአላህ ፡ ብቻ ፡ ነው ፤ አላህም ፡ በነገሩ ፡ ሁሉ ፡ ላይ ፡ ቻይ ፡ ነው ።

190 ሰማያትንና ፡ ምድርን ፡ በመፍጠር ፡ ሌሊትና ፡ ቀንም ፡ በመተካካት ፡ ለባለ ፡ አእምሮዎች ፡ በእርግጥ ፡ ምልክቶች ፡ አሉ ።

191 (እነርሱም) ፡ እነዚያ ፡ ቆመው ፡ ተቀምጠውም ፡ በጎኖቻቸው ፡ ተጋድመውም ፡ አላህን ፡ የሚያወሱ ፡ በሰማያትና ፡ በምድር ፡ አፈጣጠርም ፡ የሚያስተነትኑ ፡— ጌታችን ፡ ሆይ ፤ ይኸን ፡ በከንቱ ፡ አልፈጠርከውም ፤ ጥራት ፡ ይገባህ ፤ ከእሳትም ፡ ቅጣት ፡ ጠብቀን ፡ የሚሉ ፡ ናቸው ።

192 ጌታችን ፡ ሆይ ፤ አንተ ፡ እሳት ፡ የምታገባውን ፡ ሰው ፡ በእርግጥ ፡ አዋረድከው ፤ ለበደለኞችም ፡ ምንም ፡ ረዳቶች ፡ የሉዋቸውም ።

193 ጌታችን ፡ ሆይ ፤ እኛ ፡ በጌታችሁ ፡ እመኑ ፡ በማለት ፡ ወደ ፡ እምነት ፡ የሚጠራን ፡ ጠሪ ፡ ሰማን ፤ አመንንም ፤ ጌታችን ፡ ሆይ ፤ ኃጢአቶቻችንንም ፡ ለኛ ፡ ማር ፤ ከፋ ፡ ሥራዎቻችንንም ፡ ከኛ ፡ አብስ ፤ ከንጹሐኞም ፡ ሰዎች ፡ ጋር ፡ ግደለን ፤

194 ጌታችን ፡ ሆይ ፤ በመልክተኞች ህም ፡ ላይ ፡ ተሰፋ ፡ ቃል ፡ ያደረ

ግክልንን ፡ ስጠን ፤ በትንግሥት ፡ ቀንም ፡ አታዋርደን ፤ አንተ ፡ ቀጠሮን ፡ አታፈርስምና ፤ (የሚሉ ፡ ናቸው) ።

195 ጌታቸውም ፡ እኔ ፡ ከናንተ ፡ ከወንድ ፡ ወይም ፡ ከሴት ፡ የሠሪን ፡ ሥራ ፡ አላጠፋም ፤ ከፊላችሁ ፡ ከከፊሉ ፡ ነው ፤ በማለት ፡ ለነርሱ ፡ ልመናቸውን ፡ ተቀበለ ፤ እነዚያም ፡ (1) የተሰደዱ ፡ ከአገሮቻቸውም ፡ የተባረሩ ፡ በመንገድም ፡ የተጠቁ ፡ የተጋደሉም ፡ የተገደሉም ፡ ክፉ ፡ ሥራዎቻቸውን ፡ ከነርሱ ፡ በእርግጥ ፡ አብሳሊሁ ፤ በሥሮቻቸውም ፡ ወንዞች ፡ የሚፈሱባቸውን ፡ ገንቶች ፡ በእርግጥ ፡ አገባቸዋለሁ ፤ ከአላህ ፡ ዘንድ ፡ የኾነን ፡ ምንዳ ፡ (ይመነዳሉ) ፤ አላህም ፡ እርሱ ፡ ዘንድ ፡ መልካም ፡ ምንዳ ፡ አልለ ።

196 የነዚያ ፡ የካዱት ፡ ሰዎች ፡ በአገሮች ፡ መንፈሳሰስ ፡ አያታላህ ።

197 አነስተኛ ፡ ጥቅም ፡ ነው ፤ ከዚያም ፡ መኖሪያቸው ፡ ገሀነም ፡ ናት ፤ ምን ፡ ትከፋም ፡ ምንጣፍ ፤

198 ግን ፡ እነዚያ ፡ ጌታቸውን ፡ የፈሩ ፡ ለነሱ ፡ ከስሮቻቸው ፡ ወንዞች ፡ የሚፈሱባቸው ፡ ገንቶች ፡ በውስጡ ፡ ዘውታሪዎች ፡ ሲኾኑ ፡ ከአላህ ፡ ዘንድ ፡ (የተሰጡ) ፡ መስተንግዶዎች ፡ አሏቸው ፤ አላህም ፡ ዘንድ ፡ ያለው ፡ (ምንዳ) ፡ ለበጎ ፡ ሠሪዎች ፡ በላጭ ፡ ነው ።


199 ከመጽሐፉም ፡ ባለቤቶች ፡ (2) ለአላህ ፡ ፈሪዎች ፡ በአላህ ፡ አንቀጾችም ፡ ጥቂትን ፡ ዋጋ ፡ የማይለ

1 ከመካ ፡ ወደ ፡ ሐበሻ ፡ ወይም ፡ ወደ ፡ መዳና ፡ እንደ ፡ ዐብደላህ ፡ ሰላምና ፡ እንደ ፡ ሐበሻ ፡ ንጉሥ ።

ውጡ ፡ ሲኾኑ ፡ በአላህና ፡ በዚያ ፡ ወደ ፡ እናንተ ፡ በተወረደው ፡ በዚያም ፡ ወደነርሱ ፡ በተወረደው ፡ የሚያምኑ ፡ ሰዎች ፡ አልለ፤ እነዚያ ፡ ለነርሱ ፡ በጌታቸው ፡ ዘንድ ፡ ምንዳቸው ፡ አላቸው ፤

አላህ ፡ ምርመራው ፡ ፈጣን ፡ ነው ። እላንተ ፡ ያመናችሁ ፡ ሆይ ፤ ታገሡ ፡ ተበራቱም ፡ (በጦር ፡ ኬላ ፡ ላይ) ፡ ተሰለፉም ፡ ትድኑም ፡ ዘንድ ፡ አላህን ፡ ፍሩ ።

ምዕራፍ : 4 : አል-ኒሳእ ። ክፍል : 4 ።



በአላህ ፡ ስም ፡ እጅግ ፡ በጣም ፡ ርኅሩኅ ፡ በጣም ፡ አዛኝ ፡ በኾነው ።
1 እላንተ ፡ ሰዎች ፡ ሆይ ፤ ያንን ፡ ከአንዲት ፡ ነፍስ ፡ (ከአዳም) ፡ የፈጠራችሁን ፡ ክርስዋም ፡ መቀናጃዋን ፡ (ሐዋንን) ፡ የፈጠረውን ፡ ከነርሱም ፡ ብዙ ፡ ወንዶችንና ፡ ሴቶችን ፡ የበተነውን ፡ ጌታችሁን ፡ ፍሩ ። ያንንም ፡ በርሱ ፡ የምትጠያየቁበትን ፡ አላህንና ፡ ዝምድናዎችንም ፡ (ከመቁረጥ) ፡ ተጠንቀቁ ፤ አላህ ፡ በእናንተ ፡ ላይ ፡ ተጠባባቂ ፡ ነውና ።
2 የተሞችንም ፡ ገንዘቦቻቸውን ፡ ስጡ ፤ መጥፎውንም ፡ በመልካሙ ፡ አትለውጡ ፤ ገንዘቦቻቸውንም ፡ ወደ ፡ ገንዘቦቻችሁ ፡ (በመቀላቀል) ፡ አትብሉ ፤ እርሱ ፡ ታላቅ ፡ ኃጢአት ፡ ነውና ።
3 በየተሞችም ፡ (ማግባት) ፡ አለማስተካከላችሁን ፡ ብትፈሩ ፡ (ዝሙትንና ፡ ከተወሰነላችሁ ፡ በላይ ፡ ማግባትንም ፡ ፍሩ) ፤ ከሴቶች ፡

ለናንተ ፡ የተዋበላችሁን ፡ ሁለት ፡ ሁለት ፡ ሦስት ፡ ሦስትም ፡ አራት ፡ አራትም ፡ አግቡ ። አለማስተካከልንም ፡ ብትፈሩ ፡ አንዲትን ፡ ብቻ ፡ ወይም ፡ እጆቻችሁ ፡ ንብረት ፡ ያደረጉትን ፡ (1) ያዙ ፤ ይህ ፡ ወደ ፡ አለመበደል ፡ በጣም ፡ የቀረበ ፡ ነው ።
4 ሴቶችንም ፡ መሀሪቻቸውን ፡ (2) በደስታ ፡ ስጡ ፤ ለናንተም ፡ ክርሱ ፡ አንዳችን ፡ ነገር ፡ ነፍሶቻቸው ፡ ቢለግሱ ፡ መልካም ፡ ምስገን ፡ ሲኾን ፡ ብሉት ።
5 ቂሎችንም ፡ ያችን ፡ አላህ ፡ ለናንተ ፡ መተዳደሪያ ፡ ያደርጋትን ፡ ገንዘቦቻችሁን ፡ (የያዛችሁላቸውን) ፡ አትስጡዋቸው ፤ ክርሷም ፡ መግቡዋቸው ፤ አልብሱዋቸውም ፤ ለነሱም ፡ መልካምን ፡ ንግግር ፡ ተናገሩ ።
6 የተሞችንም ፡ ጋብቻን ፡ እስከ ፡

1 ሀብታችሁ ፡ የኾኑትን ፡ ዕቁባት ።
2 ስ ፡ ኒካሕ ፡ ወቅት ፡ ለሴታ ፡ የሚሰጥ ፡ ገንዘብ ።

ደረሱ ፡ ጊዜ ፡ ድረስ ፡ ፈትኑዎ
 ቸው ፤ ከነርሱም ፡ ቅንነትን ፡
 ብታውቁ ፡ ገንዘቦቻቸውን ፡ ወደ
 ነርሱ ፡ ስጡ ። በማባከንና ፡ ማደ
 ጋቸውንም ፡ በመሸቀዳደም ፡ አት
 ብሏት ። (ከዋቢዎች) ፡ ሀብታ
 ምም ፡ የኾነ ፡ ሰው ፡ ይከልከል ፤
 ድኻም ፡ የኾነ ፡ ሰው ፡ (ለድካሙ) ፡
 በአግባብ ፡ ይብላ ። ገንዘቦቻቸው
 ንም ፡ ወደ ፡ እነርሱ ፡ በሰጣችሁ ፡
 ጊዜ ፡ በነርሱ ፡ ላይ ፡ አስመስክሩ ፤
 ተጠባባቂነትም ፡ በአላህ ፡ በቃ ።

7 ለወንዶች ፡ ወላጆችና ፡ የቅርብ ፡
 ዘመዶች ፡ ከተውት ፡ (ንብረት) ፡
 ፈንታ ፡ አላቸው ። ለሴቶችም ፡
 ወላጆችና ፡ የቅርብ ፡ ዘመዶች ፡
 ከተውት ፡ ክርሱ ፡ ካነሰው ፡
 ወይም ፡ ከበዛው ፡ ፈንታ ፡ አላ
 ቸው ። የተወሰነ ፡ ድርሻ ፡ (ተደ
 ርጓል) ።

8 ክፍያንም ፡ (ወራሽ ፡ ያልኾኑ) ፡
 የዝምድና ፡ ባለቤቶችና ፡ የቲ
 ሞች ፡ ምስኪኖችም ፡ በተገኙ
 በት ፡ ጊዜ ፡ ክርሱ ፡ ዳርጓቸው ፤
 መልካምንም ፡ ንግግር ፡ ተናገሩ
 ዋቸው ።

9 እነዚያም ፡ ከኋላቸው ፡ ደካሞ
 ችን ፡ ዝርያዎች ፡ ቢተው ፡ ኖሮ ፡
 በነርሱ ፡ ላይ ፡ የሚፈሩ ፡ (በየቲ
 ሞች ፡ ላይ) ፡ ይጠንቀቁ ፤ አላህ
 ንም ፡ ይፍሩ ፤ (ለተናዛዥ) ፡ ትክ
 ክለኛንም ፡ ቃል ፡ ይናገሩ ።

10 እነዚያ ፡ የየቲሞችን ፡ ገንዘብ
 በመበደል ፡ የሚበሉ ፡ በሆዶቻ
 ቸው ፡ ውስጥ ፡ የሚበሉት ፡ እሳ
 ትን ፡ ብቻ ፡ ነው ፤ እሳትንም ፡
 በእርግጥ ፡ ይገባሉ ።

11 አላህ ፡ በልጆቻችሁ ፡ (ውርስ ፡
 በሚከተለው) ፡ ያዛችኋል ፤ ለወ

ንዱ ፡ የሁለት ፡ ሴቶች ፡ ድርሻ ፡
 ብጤ ፡ አለው ፤ (ሁለት ፡ ወይም) ፡
 ከሁለት ፡ በላይም ፡ የኾኑ ፡ ሴቶች ፡
 ብቻ ፡ ቢኾኑ ፡ ለነቡ ፡ (ሕጃቹ) ፡
 ከተወው ፡ ረጀት ፡ ከሦስት ፡
 ሁለት ፡ እጅ ፡ አላቸው ። አንዲ
 ትም ፡ ብትኾን ፡ ለርሷ ፡ ግግሹ ፡
 አላት ። ለአባትና ፡ ለእናቱም ፡
 ለርሱ ፡ ልጅ ፡ እንዳለው ፡ ከሁ
 ለቱ ፡ ለያንዳንዱ ፡ ከስድስት ፡
 አንድ ፡ አላቸው ። ለርሱም ፡ ልጅ ፡
 ባይኖረውና ፡ ወላጆቹ ፡ ቢወር
 ሱት ፡ ለእናቱ ፡ ሢሰው ፡ አላት ።
 ለርሱም ፡ ወንድሞችና ፡ እገቶች ፡
 ቢኖሩት ፡ ለናቱ ፡ ከስድስት ፡
 አንድ ፡ አላት ፤ (ይህም ፡ የተባ
 ለው) ፡ በርሷ ፡ ከተናዘዘባት ፡
 ኑዛዜ ፡ ወይም ፡ ከዕዳ ፡ በኋላ ፡
 ነው ። አባቶቻችሁና ፡ ልጆቻ
 ችሁ ፡ ለናንተ ፡ በመጥቀም ፡ ማን
 ኛቸው ፡ ይበልጥ ፡ ቅርብ ፡ እንደ ፡
 ኾኑ ፡ አታውቁም ። (ይኸም) ፡
 ከአላህ ፡ የተደነገገ ፡ ነው ፤ አላህ ፡
 ዐዋቂ ፡ ጥበበኛ ፡ ነውና ።

12 ለናንተም ፡ ሚስቶቻችሁ ፡ ከተ
 ወት ፡ ንብረት ፡ ለነርሱ ፡ ልጅ ፡
 ባይኖራቸው ፡ ግግሹ ፡ አላችሁ ፤
 ለነሱም ፡ ልጅ ፡ ቢኖራቸው ፡
 ከተውት ፡ ሀብት ፡ ከአራት ፡
 አንድ ፡ አላችሁ ፤ (ይህም) ፡ በርሷ ፡
 ከሚናዘዙባት ፡ ኑዛዜ ፡ ወይም ፡
 ከዕዳ ፡ በኋላ ፡ ነው ። ለናንተም ፡
 ልጅ ፡ ባይኖራችሁ ፡ ከተዋችሁት ፡
 ንብረት ፡ ለነርሱ ፡ (ለሚስቶች) ፡
 ከአራት ፡ አንድ ፡ አላቸው ፤ ለና
 ንተም ፡ ልጅ ፡ ቢኖራችሁ ፡ ከተ
 ዋችሁት ፡ ንብረት ፡ ለነርሱ ፡ ከስ
 ምንት ፡ አንድ ፡ አላቸው ፤ (ይህም
 በርሷ ፡ ከምትናዘዙባት ፡ ኑዛዜ ፡
 ወይም ፡ ከዕዳ ፡ በኋላ ፡ ነው ።

ወላጅም ፡ ልጅም ፡ የሌለው ፡
 በገን ፡ ወራሾች ፡ የሚወርስ ፡
 ወንድ ፡ ወይም ፡ ሴት ፡ ቢገኝ ፡
 ለርሱም ፡ (ለሕጃቹ) ፡ ወንድም ፡
 ወይም ፡ እገት ፡ (ከእናቱ ፡ በኩል ፡
 ብቻ ፡ የኾነ) ፡ ቢኖር ፡ ከሁለቱ ፡
 ለያንዳንዳቸው ፡ ከስድስት ፡ እን
 ድ ፡ አላቸው ። ከዚህም ፡ (ከአ
 ንድ) ፡ የበዙ ፡ ቢኾኑ ፡ እነርሱ ፡
 በሢሰው ፡ ተጋሪዎች ፡ ናቸው ፤
 (ይህም ፡ ወራሾችን) ፡ የማይጉዳ ፡
 ኾኖ ፡ በርሷ ፡ ከሚናዘዙባት ፡
 ኑዛዜ ፡ ወይም ፡ ከዕዳ ፡ በኋላ ፡
 ነው ። ከአላህም ፡ የኾነን ፡ ኑዛዜ ፡
 (ያዛችኋል) ፤ አላህም ፡ ዐዋቂ ፡
 ቻይ ፡ ነው ።

13 እነዚህ ፡ የአላህ ፡ ውሳኔዎች ፡
 ናቸው ። አላህንና ፡ መልክተኛው
 ንም ፡ የሚታዘዙ ፡ ሰዎች ፡ ከስሮ
 ቻቸው ፡ ወንዞች ፡ የሚፈሱባቸ
 ውን ፡ ገነቶች ፡ በውስጣቸው ፡
 ዘውታሪዎች ፡ ሲኾኑ ፡ ያገባቸ
 ዋል ። ይህም ፡ ትልቅ ፡ ዕድል ፡
 ነው ።

14 አላህንና ፡ መልክተኛውንም ፡
 የሚያምጥ ፡ ወሰኖቹንም ፡ የሚተ
 ላለፍ ፡ በውስጣ ፡ ዘውታሪ ፡
 ሲኾን ፡ እሳትን ፡ ያገባዋል ፤ ለር
 ሱም ፡ አዋራጅ ፡ ቅጣት ፡ አለው ።

15 እነዚያም ፡ ከሴቶቻችሁ ፡ መጥ
 ፎን ፡ ሥራ ፡ (ዝሙትን) ፡ የሚ
 ሠሩ ፡ በነርሱ ፡ ላይ ፡ ከናንተ ፡
 አራትን ፡ (ወንዶች) ፡ አስመስክ
 ሩባቸው ። ቢመስክሩም ፡ ሞት ፡
 እስከሚደርስባቸው ፡ ወይም ፡
 አላህ ፡ ለነርሱ ፡ መንገድን ፡
 እስከሚያደርግ ፡ ድረስ ፡ በቤ
 ቶች ፡ ውስጥ ፡ ያዙዋቸው ፡ (ጠብ
 ቁዋቸው) ።

16 እነዚያንም ፡ ከእናንተ ፡ ውስጥ ፡
 (ዝሙትን) ፡ የሚሠሩዋትን ፡
 አስቃዩዋቸው ፤ ቢጸጸቱና ፡ ሥራ
 ቸውንም ፡ ቢያሳምሩ ፡ ከነርሱ ፡
 ተገቱ ፡ (አታስቃዩዋቸው) ፡ አ
 ላህ ፡ ጸጸትን ፡ ተቀባይ ፡ አዛኝ ፡
 ነውና ። (1)

17 ጸጸትን ፡ መቀበል ፡ በአላህ ፡
 ላይ ፡ የሚገባው ፡ ለነዚያ ፡
 ገጠአትን ፡ በስሕተት ፡ ለሚሠ
 ሩና ፡ ከዚያም ፡ ከቅርብ ፡ ጊዜ ፡
 ለሚጸጸቱት ፡ ብቻ ፡ ነው ። እነዚ
 ያንም ፡ አላህ ፡ በነርሱ ፡ ላይ ፡
 ጸጸትን ፡ ይቀበላል ። አላህም ፡
 ዐዋቂ ፡ ጥበበኛ ፡ ነው ።

18 ጸጸትንም ፡ መቀበል ፡ ለነዚያ ፡
 ገጠአቶችን ፡ ለሚሠሩ ፡ አንዳቸ
 ውንም ፡ ሞት ፡ በመጣበት ፡
 ጊዜ ፡ እኔ ፡ አሁን ፡ ተጸጸትኩ ፡
 ለሚልፍ ፡ ለነዚያም ፡ እነርሱ ፡
 ከሓዲዎች ፡ ኾነው ፡ ለሚሞቱ ፡
 አይደለችም ። እነዚያ ፡ ለነሱ ፡ አሳ
 ማሚን ፡ ቅጣት ፡ አዘጋጅተናል ።

19 እላንተ ፡ ያመናችሁ ፡ ሰዎች ፡
 ሆይ ፤ ሴቶችን ፡ ያስገደዳችሁ ፡
 ኾናችሁ ፡ ልትወርሱና ፡ ግልጽን ፡
 መጥፎ ፡ ሥራ ፡ ካልሠሩ ፡ በስተ
 ቀር ፡ ከሰጣችኋቸው ፡ ከፈሉን ፡
 ልትወስዱ ፡ ልታገላላቸውም ፡
 ለናንተ ፡ አይፈቀድም ፤ በመል
 ካምም ፡ ተኗኗሩዋቸው ፤ ብትጠሉ
 ዋቸውም ፡ (ታገሡ) ፤ አንዳችን ፡
 ነገር ፡ ልትጠሉ ፡ አላህም ፡ በርሱ ፡
 ብዙ ፡ ደግ ፡ ነገርን ፡ ሊያደርግ ፡
 ይቻላልና ።

20 በሚስትም ፡ ስፍራ ፡ ሚስትን ፡
 ለመለወጥ ፡ ብትፈልጉ ፡ ለአንደ

1 ይህ ፡ በ24ኛ ፡ ምዕራፍ ፡ በ፪ኛ ፡ አንቀጽ ፡ ተብራርቷል ።

ኛይቲ : (ለምትፈታው) : ብዙን : ገንዘብ : የሰጣችሁት : ስትኾኑ : ክርሱ : ምንም : አትውሰዱ ። በመበደልና : ግልጽ : በኾነ : ጎጠአት : ትወስዱታላችሁን ?

21 ከፊላችሁ : ወደ : ከፊሉ : በእርግጥ : የደረሰ : ሲኾንና : ከናንተ : ላይም : (ሴቶች) : የጠበቀ : ኪዳንን : የያዙባችሁ : ሲኾኑ : እንዴት : ትወስዱታላችሁ !

22 ከሴቶችም : አባቶቻችሁ : ያገቡዎቻቸውን : አታግቡ ። (ትቀጡብታላችሁ) : ያለፈው : ሲቀር : እርሱ : መጥፎና : የተጠላ : ሥራ : ነውና መንገድነቱም : ከፋ !

23 እናቶቻችሁ : ሴት : ልጆቻችሁም : እጎቶቻችሁም : አክሱቶቻችሁም : የሹሚዎቻችሁም : (1) የወንድም : ሴቶች : ልጆችም : የእጎት : ሴቶች : ልጆችም : እነዚያም : ያጠቡዎችሁ : እናቶቻችሁ : ከመጥባት : የኾኑትም : እጎቶቻችሁ : የሚሰቶቻችሁም : እናቶች : እነዚያም : በጉያዎቻችሁ : ያሉት : የነዚያ : በነርሱ : የገባችሁባቸው : ሚስቶቻችሁ : ሴቶች : ልጆች : (ልታገቧቸው) : በናንተ : ላይ : እርም : ተደረጉባችሁ ። በነርሱም : (በሚሰቶቻችሁ) : ያልገባችሁባቸው : ብትኾኑ : (በፈታችሁቸው : ጊዜ : ሴቶች : ልጆቻቸውን : ብታገቡ) : በናንተ : ላይ : ጎጠአት : የለባችሁም ። የነዚያ : ከጀርባዎቻችሁ : የኾኑት : ወንዶች : ልጆቻችሁ : (2) ሚስቶችም : በሁለት : እጎትማማችሁም : መካከል :

1 የእናት : እጎት ።
2 የወለዳችሁአቸው : ልጆቻችሁ : ሚስቶች ።

መሰብሰብ : (እንደዚሁ : እርም : ነው) ፤ ግን : ከዚህ : በፊት : ያለፈው : ሲቀር : (እርሱንስ : ተምራችሁ) : አላህ : መሐሪ : አዛኝ : ነውና ።

★ ★ ★

24 ከሴቶችም : (በባል) : ጥብቆቹ : እጆቻችሁ : (በምርኮ) : የያዙዎቻቸው : ሲቀሩ : በናንተ : ላይ : እርም : ናቸው ። (ይህን) : አላህ : በናንተ : ላይ : ጸፈ ፤ ከዚህም : (ከተከለከሉት) : ወዲያ : ጥብቆች : ኾናችሁ : ዝሙተኞች : ሳትኾኑ : በገንዘቦቻችሁ : (1) ልትፈልጉ : ለናንተ : ተፈቀደ ፤ ከነሱም : በርሱ : (በመገናኘት) : የተጠቀማችሁባቸውን : ሴቶች : መሀሮቻቸውን : ግዴታ : ሲኾን : ስጧቸው ። ከመወሰንም : በኋላ : በተዋደዳችሁበት : ነገር : በናንተ : ላይ : ጎጠአት : የለም ። አላህ : ዐዋቂ : ጥበበኛ : ነውና ።

25 ከናንተም : ውስጥ : ጥብቆች : ምእምናት : የኾኑትን : ለማግባት : ሀብትን : ያልቻሉ : ሰው : እጆቻችሁ : ንብረት : ካደረጓቸው : ከምእምናት : ወጣቶቻችሁ : (ባሪያን : ያግባ) : አላህም : እምነታችሁን : ዐዋቂ : ነው ፤ ከፊላችሁ : ከከፊሉ : (የተራባ) : ነው። (ባሮችን) : በጌቶቻቸውም : ፈቃድ : አግቡዎቸው። መሀሮቻቸውንም : በመልካም : መንገድ : ስጧቸው ፤ ጥብቆች : ኾነው : ዝሙተኞች : ያልኾኑ : የስርቆች : ወዳጆችንም : ያልያዙ : ሲኾኑ : (አግቧቸው) ፤ በማግባት : በተጠበቁም : ጊዜ : መጥፎን : ሥራ : ቢሠሩ : በነርሱ :

1 በጋብቻ : ወይም : በግዥ ።

ላይ : ከቅጣት : በነጻዎቹ : ላይ : ያለው : ግማሽ : አለባቸው ፤ ይኸ : (ባሪያን : ማግባት) : ከናንተ : ዝሙትን : ለፈራ : ሰው : ነው። መታገሳችሁም : ለናንተ : በላጭ : ነው። አላህም : መሐሪ : አዛኝ : ነው።

26 አላህ : (የሃይማኖታችሁን : ሕግ ጋት) : ሊያብራራላችሁ : ከናንተ : በፊትም : የነበሩትን : ነቢያት : ጸፍቦች : ሊመራችሁ : በናንተም : ላይ : ጸጸትን : ሊቀበል : ይሻል ። አላህም : ዐዋቂ : ጥበበኛ : ነው ።

27 አላህም : በናንተ : ላይ : ጸጸትን : ሊቀበል : ይሻል ። እነዚያም : ጥላጎታቸውን : የሚከተሉት : (ከውነት) : ትልቅን : መዘንበል : እንድትዘነበሉ : ይፈልጋሉ ።

28 አላህ : ከናንተ : ሊያቃልልላችሁ : ይሻል ። ሰውም : ደካማ : ኾና : ተፈጠረ ።

29 እላንተ : ያመናችሁ : ሆይ ! ገንዘቦቻችሁን : በመካከላችሁ : ያለ : አግባብ : አትብሉ ፤ ግን : ከናንተ : በመዋደድ : የኾነችውን : ንግድ : (ብሉ) ፤ ነፍሶቻችሁንም : አትግደሉ ። አላህ : ለናንተ : አዛኝ : ነውና ።

30 ወሰን : በማለፍና : በመበደልም : ይህንን : የሠራ : ሰው : እሳትን : እናገባለን ። ይኸም : በአላህ : ላይ : ገር : ነው ።

31 ክርሱ : ከተከለከላችሁት : ታላላቆቹን : ብትርቁ : (ትናንሾቹን) : ጎጠአቶቻችሁን : ከናንተ : እናብላለን ፤ የተከበረንም : ስፍራ : (ጎነትን) : እናገባችሁለን ።

32 አላህም : ከፊላችሁን : በከፊሉ : ላይ : በርሱ : ያበለጠበትን : ጸጋ : አትመኙ ። ለወንዶች : ከሠሩት : ሥራ : ዕድል : አላቸው ፤ ለሴቶች

ችም : ከሠሩት : ሥራ : ዕድል : አላቸው ። አላህንም : ከችሮታው : ለምኑት ፤ አላህ : በነገሩ : ሁሉ : ዐዋቂ : ነውና ።

33 ለሁሉም : (ለወንዶችና : ለሴቶች) : ወላጆችና : የቅርብ : ዘመዶች : ከተውት : ሀብት : ጠቅላይ : ወራሾችን : አድርገናል ። እነዚያንም : (ለመረዳዳትና : ለመዋረስ) : በመሐላዎቻችሁ : የተዋዋላችሁትን : ድርሻቸውን : (ከሰድስት : አንድ) : ስጧቸው (1) ። አላህ : በነገሩ : ሁሉ : ዐዋቂ : ነው ።

34 ወንዶች : በሴቶች : ላይ : ቋሚዎች : (አሳዳሪዎች) : ናቸው ፤ አላህ : ከፊላቸውን : በከፊሉ : ላይ : በማብለጠና : (ወንዶች) : ከገንዘቦቻቸው : (ለሴቶች) : በመስጠታቸው : ነው ። መልካምቹም : ሴቶች : (ለባሎቻቸው) : ታዛዦች : አላህ : ባስጠበቀው : ነገር : ሩቅን : ጠባቂዎች : (2) ናቸው ። እነዚያንም : ማመጣቸውን : የምትፈሩትን : ገሥጹዎቻቸው ፤ በመኝታዎቻችሁ : ተለዩዎቻቸው ፤ (ሳካ : ሳታደርሱ) : ምቲዎቻቸውም ። ቢታዘዟችሁም : (ለመጨቆን) : በነርሱ : ላይ : መንገድን : አትፈልጉ ፤ አላህ : የበላይ : ታላቅ : ነውና ።

35 (እላንተ : ዋቢዎች) : የመካከላቸውንም : ጭቅጭቅ : ብታውቁ : ከቤተ : ሰቦቹ : ሺማግሌን : ከቤተሰቦችዎም : ሺማግሌን : ላኩ ።

1 በመሐላ : መዋረስ : በጭቆና : ጭቆና : አንቀጽ : ተሸጎል ።
2 ባሎቻቸው : በራቁ : ጊዜ : መብታቸው : እንዳይደረፈርና : ገንዘባቸውን : ጠባቂዎች ።

ግሰታረቅን : ቢሹ : አላሀ : በመካከላቸው : ያሰግጣል ። አላሀ : ገልጽን : ዐዋቂ : ውስጥንም : ዐዋቂ : ነውና ።

36 አላሀንም : ተገዙ ፤ በርሱም : ምንም : አታጋሩ : በወላጆችና : በቅርብ : ዝምድና : ባለቤትም : በየቲሞችም : በምስኪናችም : በቅርብ : ጎረቤትም : በሩት : ጎረቤትም : በጉን : ባልደረባም : በመንገደኛም : እጃቸውም : ጉብረት : ባደረጓቸው : (ባርች) : መልካምን : (ሥሩ) ፤ አላሀ : ኩራተኛ : ጉረኛ : የሆነን : ሰው : አይወድም ።

37 እነዚያ : የሚሰሰቱ : ሰዎችንም : በመሰሰት : የሚያዙ : አላሀም : ከችርታው : የሰጣቸውን : ጸጋ : የሚያብቁ : (ብርቱን : ቅጣት : ይቀጥጣሉ) ፤ ለከላዲዎችም : አዋራጅን : ቅጣት : አዘጋጅተናል ።

38 እነዚያም : ለሰዎች : ይውልኝ : ሲሉ : ገንዘቦቻቸውን : የሚሰጡ : በአላሀና : በመጨረሻውም : ቀን : የግያምኑ : (ይቀጥጣሉ) ፤ ሰይጣንም : ለሱ : ጓደኛው : የሆነ : ሰው : ጓደኛነቱ : ከፋ ፤

39 በአላሀና : በመጨረሻውም : ቀን : ባመኑ : አላሀ : ከሰጣቸውም : (ሲላይ) : በለገሱ : ኖር : በነርሱ : ላይ : ምን : (ጉዳት) : ነበረ ? አላሀም : በነርሱ : (ሹነታ) : ዐዋቂ : ነው ።

40 አላሀ : የብናኝን : ክብደት : ያህል አይበደልም ፤ መልካም : ሥራ : ብትሸንም : ይደራርባታል ፤ ከርሱም : ዘንድ : ታላቅን : ምንዳ : ይሰጣል ።

41 ከሕዝቦችም : ሁሉ : መስካሪን : ባመጣን : ጊዜ : እንተንም : በነዚህ : ላይ : መስካሪ : አድርገን : በምናመጣህ : ጊዜ : (የከላዲዎች : ሹነታ) : እንዴት : ይሆን ?

42 በዚያ : ቀን : እነዚያ : የካዳትና : መልክተኛውን : ያልታዘዙት : በነሱ : ምድር : ብትደፋባቸው : ይመኛሉ ፤ ከአላሀም : ወሬን : አይደብቁም ።

43 እላንተ : ያመናችሁ : ሆይ ! እናንተ : የሰከራችሁ : ሾናችሁ : የምትሉትን : ነገር : እስከምታውቁ : የረከሳችሁም : ስትሆኑ : መንገድን : አላፈዎች : ካልሸናችሁ : በስተቀር : (አከላታችሁን) : እስከምትታጠቡ : ድረስ : ስግደትን : አትቅረቡ ። በሽተኞች : ወይም : በጉዞ : ላይ : ብትሆኑም : ወይም : ከእናንተ : አንዱ : ከዓይነምድር : ቢመጣ : ወይም : ሴቶችን : ብትነካኩና : ውሃን : ባታገኙ : ገደብ : የሆነን : የምድር : ገጽ : አሰቡ ። ፊቶቻችሁንና : እጃቸውንም : (በርሱ) : አብሱ ። አላሀ : ይቅር : ባይ : መሐሪ : ነውና ።

44 ወደነዚያ : ከመጽሐፉ : (ዕውቀት) : ዕድልን : ወደ : ተሰጡት : አላየህም ? ጥመትን : (በቅንነት) : ይገዛሉ ፤ መንገድንም : እንድትሳሳቱ : ይፈልጋሉ ።

45 አላሀም : ጠላቶቻችሁን : ዐዋቂ : ነው ፤ ጠባቂነትም : በአላሀ : በቃ ፤ ረዳትነትም : በአላሀ : በቃ ።

46 ከነዚያ : ይሁዳውያን : ከሆኑት : ሰዎች : ንግግሮችን : ከሰፍራዎቹ : የሚያጣምሙ : አልሉ ፤ ሰግንም : አመጥንም : የማትሰ

ግም : ስትሸን : ሰግ : ይላሉ ፤ በምላሶቻቸውም : ለግጣመምና : ሃይማኖትንም : ለመዝለፍ : ራዲና : ይላሉ ፤ (1) እነሱም : ሰግን : ታዘዝንም : ሰግም : ተመልከተንም : ባሉ : ኖር : ለነሱ : መልካምና : ትክክለኛ : በሆነ : ነበር ። ግን : በከሕደታቸው : አላሀ : ረገጣቸው ፤ ጥቂትንም : እንጅ : አያምኑም ።

47 እላንተ : መጽሐፉን : የተሰጣችሁ : ሆይ ! ፊቶችን : ሳናብስና : በጀርባዎች : ላይ : ሳንመልሳቸው : ወይም : የሰንበትን : ባለቤቶች : (ያረረሱትን) : እንደረገምን : ሳንረገግባቸው : በፊት : ከናንተ : ጋር : ያለውን : የሚያረጋግጥ : ሾና : ባወረድነው : (ቁርአን) : እመኑ ፤ የአላሀም : ትእዛዝ : ተፈጻሚ : ነው ።

48 አላሀ : በርሱ : ግጋራትን : በፍጹም : አይምርም ፤ ከዚህ : ሌላ : ያለውንም : (ገጠአት) : ለሚሻው ሰው : ይምራል ። በአላሀም : የሚያጋራ : ሰው : ታላቅን : ገጠአት : በእርግጥ : ቀጠፈ ።

49 ወደነዚያ : ነፍሶቻቸውን : ወደሚያጠፋት : (የሚያወድሱት) : አላየህም ? አይደለም ፤ አላሀ : የሚፈለገውን : ያጠራል ፤ የተምር : ፍሬ : ክር : ያህልም : አይበደሉም ።

50 በአላሀ : ላይ : ውሸትን : እንዴት : እንደሚቀጣጥፉ : ተመልከት ፤ ገልጽ : ወንጀልም : በርሱ : (በመቅጠፍ) : በቃ ።

51 ወደ : እነዚያ : ከመጽሐፉ : ዕድ

ልን : ወደ : ተሰጡት : አላየሽም ? በደግሞትና : በጣዎት : ያምናሉ ። ለነዚያም : ለካዳት : ፡-እናንተ : በመንገድ : (በሃይማኖት) : ከነዚያ : ካመኑት : ይበልጥ : የቀናችሁ : ናችሁ : ይላሉ ።

52 እነዚያ : አላሀ : የረገጣቸው : ናቸው ። አላሀም : የረገመው : ሰው : ለርሱ : ፈጽሞ : ረዳትን : አታገኝለትም ።

53 በውነቱ : ለነሱ : ከንግሥናው : ፋንታ : አላቸውን ? ያን : ጊዜ : ለሰዎች : በተምር : ፍሬ : ላይ : ያለቸውን : ነጥብ : ያህል : አይሰጡም : ነበር ።

54 ይልቁንም : ሰዎችን : አላሀ : ከችርታው : በሰጣቸው : ነገር : ላይ : ይመቀኛሉን ? ለኢብራሂምም : ቤተሰቦች : መጽሐፍንና : ጥበብን : በእርግጥ : ሰጠን : ታላቅንም : ንግሥና : ሰጠናቸው።

55 ከነሱም : (ከይሁዶች) : በርሱ : ያመነ : አልለ ። ከነሱም : ከእርሱ : ያረገፈን : አልለ ፤ አቃጣይነትም : በገሀንም : በቃ ።

56 እነዚያን : በተአምራታችን : የካዳትን : በእርግጥ : እሳትን : እናገባቸዋለን ፤ ስቃይን : እንዲቀምሱ : ቆዳዎቻቸው : በተቃጠሉ : ቍጥር : ሌሎችን : ቆዳዎች : እንለውጥላቸዋለን ፤ አላሀ : አሸናፊ : ጥበብኛ : ነውና ።

57 እነዚያንም : ያመኑትንና : መልካም : ሥራዎችን : የሠሩትን : ከሰራቸው : ወንዞች : የሚፈሱባቸውን : ገነቶች : ዘለዓለም : በውስጣቸው : ዘውታሪዎች : ሲሆኑ : በእርግጥ : እናገባቸዋ

1 ሁለት : ትርጉም : አለው : ጠብቀን : ወይም : ጅል : ግለት : ነው ።

ለን ፤ ለነሱ ፡ በውስጥ ፡ ንጹሕ ፡ ማሰባሰቢያ ፡ አሉባቸው ፡ የምታስጠልልን ፡ ጥላም ፡ እናገባቸዋለን።

58 አላህ ፡ አደራዎችን ፡ ወደ ፡ ባለቤቶቻቸው ፡ እንድታደርሱ ፡ ያዛችኋል ። በሰዎችም ፡ መካከል ፡ በፈረዳችሁ ፡ ጊዜ ፡ በትክክል ፡ እንድትፈርዱ ፡ (ያዛችኋል) ፤ አላህ ፡ በርሱ ፡ የሚገሥጸችሁ ፡ ነገር ፡ ምን ፡ ያምር ፤ አላህ ፡ ሰሚ ፡ ተመልካች ፡ ነው ።

59 እላንተ ፡ ያመናችሁ ፡ ሆይ ፤ አላህን ፡ ተገዙ ፤ መልክተኛውንና ፡ ከናንተም ፡ የሥልጣን ፡ ባለቤቶችን ፡ ታዘዙ ፤ በማንኛውም ፡ ነገር ፡ ብትከራከሩ ፡ በአላህና ፡ በመጨረሻው ፡ ቀን ፡ የምታምኑ ፡ ብትኾኑ ፡ (የተከራከራችሁበትን ፡ ነገር) ፡ ወደ ፡ አላህና ፡ ወደ ፡ መልክተኛው ፡ መልሱት ፤ ይህ ፡ የተሻለ ፡ መጨረሻውም ፡ ያማረ ፡ ነው ።

60 ወደ ፡ እነዚያ ፡ እነርሱ ፡ በአንተ ፡ ላይ ፡ በተወረደውና ፡ ከአንተ ፡ በፊትም ፡ በተወረደው ፡ አምነናል ፡ ወደሚሉት ፡ አላየህምን ? በርሱ ፡ እንዲክዱ ፡ በእርግጥ ፡ የታዘዙ ፡ ሲኾኑ ፡ ወደ ፡ ጣዖት ፡ መፋረድን ፡ ይፈልጋሉ ፤ ሰይጣንም ፡ (ከውነት) ፡ የራቀን ፡ መሳሳት ፡ ሊያሳስታቸው ፡ ይፈልጋል።

61 ለነርሱም ፡— አላህ ፡ ወደ ፡ አወረደው ፡ (ቱርክን)ና ፡ ወደ ፡ መልክተኛው ፡ ኑ ፡ በተባሉ ፡ ጊዜ ፡ መናፍቃን ፡ ከአንተ ፡ መሸሽን ፡ ሲሸሽኩ ፡ ታያቸዋለህ ።

62 እጆቻቸውም ፡ ባስቀደሙት ፡ (ጥፋት) ፡ መከራ ፡ በደረሰችባቸውና ፡ ከዚያም ፡ ደግን ፡ ሐሳብና ፡

ማስማማትን ፡ እንጅ ፡ ሌላ ፡ አልሻንም ፡ በማለት ፡ በአላህ ፡ የሚምሉ ፡ ኾነው ፡ በመጡህ ፡ ጊዜ ፡ እንዴት ፡ ይኾናሉ ?

63 እነዚህ ፡ እነዚያ ፡ አላህ ፡ በልቦቻቸው ፡ ውስጥ ፡ ያለውን ፡ ሁሉ ፡ የሚያውቅባቸው ፡ ናቸው ። እነርሱንም ፡ ተዋቸው ፤ ገሥጸቸውም ፤ ለነርሱም ፡ በነፍሶቻቸው ፡ ውስጥ ፡ ሰሜት ፡ ያለውን ፡ (የሚያጭር) ፡ ቃል ፡ ተናገራቸው።

64 ማንንም ፡ መልክተኛ ፡ በአላህ ፡ ፈቃድ ፡ ሊታዘዙት ፡ እንጅ ፡ አልላክንም ። እነሱም ፡ ነፍሶቻቸውን ፡ በበደሉ ፡ ጊዜ ፡ በመጡህ ፡ አላህንም ፡ ምሕረትን ፡ በለመኑ ፡ መልክተኛውም ፡ ለነርሱ ፡ ምሕረትን ፡ በለመነላቸው ፡ ኖሮ ፡ አላህን ፡ ጸጸትን ፡ ተቀባይ ፡ አዛኝ ፡ ኾኖ ፡ ባገኙት ፡ ነበር ።

65 በጌታህም ፡ እምላለሁ ፡ (1) በመካከላቸው ፡ በተከራከሩበት ፡ ፍርድ ፡ እስከሚያስፈርዱህ ፡ ከዚያም ፡ ከፈረድከው ፡ ነገር ፡ በነፍሶቻቸው ፡ ውስጥ ፡ ጭንቀትን ፡ እስከማያገኙና ፡ ፍጹም ፡ መታዘዝንም ፡ እስከሚታዘዙ ፡ ድረስ ፡ አያምኑም ፤ (ምእምን ፡ አይኾኑም) ።

66 እኛም ፡ በነርሱ ፡ ላይ ፡— ነፍሶቻችሁን ፡ ግደሉ ፡ ወይም ፡ ከአገሮቻችሁ ፡ ውጡ ፡ ማለትን ፡ በጸፍን ፡ ኖሮ ፡ ከነሱ ፡ ጥቂቶቹ ፡ እንጅ ፡ ባልሠሩት ፡ ነበር ። እነሱም ፡ በርሱ ፡ የሚገሠጹበትን ፡ ነገር ፡ በሠሩ ፡ ኖሮ ፡ ለነሱ ፡ መልካምና ፡ (በእምነታቸው ፡ ላይ) ፡ ለመርጋትም ፡ በጣም ፡ የበረታ ፡ በኾነ ፡ ነበር ።

1 አላህ ፡ በራሱ ፡ መማሉ ፡ ነው ።

67 ያንጊዜም ፡ ከኛ ፡ ዘንድ ፡ ታላቅን ፡ ምንዳ ፡ በሰጠናቸው ፡ ነበር ።

68 ቀጥተኛውንም ፡ መንገድ ፡ በእርግጥ ፡ በመራናቸው ፡ ነበር ።

69 አላህንና ፡ መልክተኛውንም ፡ የሚታዘዝ ፡ ሰው ፤ እነዚህ ፡ ከነዚያ ፡ አላህ ፡ በነርሱ ፡ ላይ ፡ ከለገሰላቸው ፡ ከነቢያት ፡ ከጸድቃንም ፡ ከሰማዕታትም ፡ ከመልካሞቹ ፡ ጋር ፡ ይኾናሉ ። የነዚያም ፡ ጓደኝነት ፡ አማረ ፤

70 ይኸ ፡ ችሮታ ፡ ከአላህ ፡ ነው ። ዐዋቂነትም ፡ በአላህ ፡ በቃ።

71 እላንተ ፡ ያመናችሁ ፡ ሆይ ፤ ጥንቃቄያችሁን ፡ ያዙ ። ክፍልፍልም ፡ ጓድ ፡ ኾናችሁ ፡ (ለዘመቻ) ፡ ውጡ ፤ ወይም ፡ ተሰብስባችሁ ፡ ውጡ ።

72 ከናንተም ፡ ውስጥ ፡ በእርግጥ ፡ (ከዘመቻ) ፡ ወደ ፡ ኋላ ፡ የሚንጓደድ ፡ ሰው ፡ አልለ ፤ አደጋም ፡ ብታገኛችሁ ፡ ከነሱ ፡ ጋር ፡ ተጣጅ ፡ ባልኾንኩ ፡ ጊዜ ፡ አላህ ፡ በእኔ ፡ ላይ ፡ በእርግጥ ፡ ለገሰልኝ ፡ ይላል ።

73 ከአላህም ፡ የኾነ ፡ ችሮታ ፡ ቢያገኛችሁ ፡ በናንተና ፡ በርሱ ፡ መካከል ፡ ፍቅር ፡ እንዳልነበረች ፡ ሁሉ ፡ ታላቅ ፡ ዕድልን ፡ አገኝ ፡ ዘንድ ፡ ከነሱ ፡ ጋር ፡ በኾንኩ ፡ ወይ ፡ ምኞቴ ፤ ይላል ።

74 እነዚያም ፡ ቅርጧን ፡ ሕይወት ፡ በመጨረሻይቱ ፡ ሕይወት ፡ የሚለውጡ ፡ በአላህ ፡ መንገድ ፡ ይጋደሉ ፤ በአላህም ፡ መንገድ ፡ የሚጋደል ፡ የሚገደልም ፡ ወይም ፡ የሚያሸንፍ ፡ ታላቅ ፡ ምንዳን ፡ በእርግጥ ፡ እንሰጠዋለን ።

75 በአላህ ፡ መንገድና ፡ ከወንዶች ፡ ከሴቶችና ፡ ከልጆችም ፡ የኾኑትን ፡ ደካሞች ፡ እነዚያን — ጌታችን ፡ ሆይ ፤ ከዚች ፡ ባለቤቶችዋ ፡ በዳይ ፡ ከኾኑት ፡ ከተማ ፡ አውጣን ፡ ከአንተም ፡ ዘንድ ፡ ለኛ ፡ አሳዳሪን ፡ አድርግልን ፡ ከአንተ ፡ ዘንድም ፡ ለኛ ፡ ረዳትን ፡ አድርግልን ፡ የሚሉትን ፡ (ለማዳን) ፡ የማትጋደሉት ፡ ለናንተ ፡ ምን ፡ አላችሁ ?

76 እነዚያ ፡ ያመኑት ፡ ሰዎች ፡ በአላህ ፡ መንገድ ፡ ይጋደላሉ ፤ እነዚያ ፡ የካዱትም ፡ በጣዖት ፡ መንገድ ፡ ይጋደላሉ ፤ የሰይጣንንም ፡ ጭፍሮች ፡ ተጋደሉ ። የሰይጣን ፡ ተንኮል ፡ ደካማ ፡ ነውና ።

77 ወደነዚያ ፡ ለነርሱ ፡— እጆቻችሁን ፡ (ከመጋደል) ፡ ሰብስቡ ፡ ሰላትንም ፡ ደንቡን ፡ ጠብቃችሁ ፡ ስገዱ ፡ ግዴታ ፡ ምጽዋትንም ፡ ስጡ ፡ ወደ ፡ ተባሉት ፡ አላየህምን ? በነርሱም ፡ ላይ ፡ መጋደል ፡ በተጻፈ ፡ ጊዜ ፡ ከነሱ ፡ ከፊሎቹ ፡ ወዲያውኑ ፡ ሰዎችን ፡ አላህን ፡ እንደሚፈሩ ፡ ወይም ፡ የበለጠ ፡ ፍራቻን ፡ ይፈራሉ ፤ ጌታችን ፡ ሆይ ፤ በኛ ፡ ላይ ፡ መጋደልን ፡ ለምን ፡ ደነገግክ ? እስከ ፡ ቅርብ ፡ ጊዜ ፡ ድረስ ፡ አታቆየንም ፡ ኖሮ አልን ? ይላሉም ፤ የቅርቤቱ ፡ ሕይወት ፡ ጥቅም ፡ አነስተኛ ፡ ነው ፤ መጨረሻይቱም ፡ ዓለም ፡ አላህን ፡ ለሚፈራ ፡ ሰው ፡ በላጭ ፡ ናት ፤ በተምር ፡ ፍሬ ፡ ውስጥ ፡ ያለን ፡ ክር ፡ ያህል ፡ እንኳ ፡ አትበደሉም ፡ በላቸው ።

78 የትም ፡ ስፍራ ፡ ብትኾኑ ፡ በጠነከሩ ፡ ሕንጻዎች ፡ ውስጥ ፡ ብት

ጥንቃቄ ፡ እንኳ ፡ ሞት ፡ ያገኛች
 ጌል ፤ ደግሞ ፡ ነገር ፡ ብታገኛ
 ቸው ፡ ይህች ፡ ከአላህ ፡ ዘንድ ፡
 ናት ፡ ይላሉ ፤ መከራም ፡ ብታ
 ገኛቸው ፡ ይህች ፡ ከአንተ ፡ ዘንድ ፡
 ናት ፡ ይላሉ ፤ ሁሉም ፡ (ደጉም ፡
 ከፋውም) ፡ ከአላህ ፡ ዘንድ ፡
 ነው ፡ በላቸው ፤ ለነዚህም ፡
 ሰዎች ፡ ንግግርን ፡ ሊረዱ ፡ የማይ
 ቀርቡት ፡ ምን ፡ አላቸው ?

79 ከደግ ፡ ነገር ፡ የሚያገኝህ ፡ ከአ
 ላህ ፡ (ቸርታ) ፡ ነው ፤ ከመከራም ፡
 የሚደርስብህ ፡ ከራስህ ፡ (ጥፋት ፡
 የተነሳ) ፡ ነው ፤ ለሰዎችም ፡ ሁሉ ፡
 መልክተኛ ፡ ጥንቃቄ ፡ ላክንህ ፤ መስ
 ካሪም ፡ በአላህ ፡ በቃ ።

80 መልክተኛውን ፡ የሚታዘዝ ፡
 ሰው ፡ በእርግጥ ፡ አላህን ፡ ታዘዘ ፤
 ከትእዛዝም ፡ የሸሸ ፡ ሰው ፡ (አያ
 ሳስብህ) ፤ በነሱ ፡ ላይ ፡ ጠባቂ ፡
 አድርገን ፡ አልላክንህምና ።

81 (ነገራችን) ፡ መታዘዝ ፡ ነው ፡
 ይላሉም ፤ ከአንተም ፡ ዘንድ ፡
 በወጡ ፡ ጊዜ ፡ ከነርሱ ፡ ከፊሎቶ ፡
 ከዚያ ፡ (በፊትህ) ፡ ከሚሉት ፡
 ሌላን ፡ (በልቦቻቸው) ፡ ያሳድራሉ ፤
 አላህም ፡ የሚያሳድሩትን ፡ ነገር ፡
 ይጽፋል ፤ ስለዚህ ፡ ተዋቸው ፤
 በአላህም ፡ ላይ ፡ ተጠጋ ፤ መጠጊ
 ያም ፡ በአላህ ፡ በቃ ።

82 ቁርአንን ፡ አያስተነትኑምን ?
 ከአላህ ፡ ሌላ ፡ ዘንድ ፡ በነበረ ፡
 ኖሮ ፡ በርሱ ፡ ውስጥ ፡ ብዙን ፡
 መለያየት ፡ ባገኙ ፡ ነበር ።

83 ከጸጥታ ፡ ወይም ፡ ከፍርሃት ፡ አን
 ዳች ፡ (ወሬ) ፡ በመጣላቸውም ፡
 ጊዜ ፡ እርሱን ፡ ያጋንናሉ ፤ ወደ ፡
 መልክተኛውና ፡ ከነርሱ ፡ ወደ ፡
 ትእዛዙ ፡ ባለቤቶች ፡ (ወደ ፡ ዐዋ

ቂዎቹ) ፡ በመለሱት ፡ ኖሮ ፡ እነ
 ዚያ ፡ ከነርሱ ፡ (ነገሩን) ፡ የሚያ
 ወጣጡት ፡ (1) ባወቁት ፡ ነበር ።
 በእናንተም ፡ ላይ ፡ የአላህ ፡ ቸሮ
 ታና ፡ እዝነቱ ፡ ባልነበረ ፡ ኖሮ ፡
 ከጥቂቶች ፡ በስተቀር ፡ ሰይጣንን ፡
 በተከተላችሁ ፡ ነበር ።

84 በአላህም ፡ መንገድ ፡ ተጋደል ፤
 ራስህን ፡ እንጅ ፡ ሌላን ፡ አትገደ
 ድም ፤ ምእምናንንም ፡ (በመጋ
 ደል ፡ ላይ) ፡ አደፋፍር ፤ አላህ ፡
 የነዚያን ፡ የካዱትን ፡ ጎይል ፡ ሊከ
 ለክል ፡ ይከጀላል ፤ አላህም ፡ በጎ
 ይል ፡ በመያዙ ፡ የበረታ ፡ ቅጣ
 ቱም ፡ የጠነከረ ፡ ነው ።

85 መልካም ፡ መታደግን ፡ የሚታ
 ደግ ፡ ሰው ፡ ለርሱ ፡ ከርስዋ ፡
 ዕድል ፡ ይኖረዋል ፤ መጥፎ ፡ መታ
 ደግንም ፡ የሚታደግ ፡ ሰው ፡
 ለርሱ ፡ ከርስዋ ፡ ድርሻ ፡ ይኖረ
 ዋል ። አላህ ፡ በነገሩ ፡ ሁሉ ፡ ላይ ፡
 ቻይ ፡ ነው ።

86 በሰላምታ ፡ በተከበራችሁም ፡
 ጊዜ ፡ ከርሷ ፡ ይበልጥ ፡ ባማረ ፡
 (ሰላምታ) ፡ እክብሩ ፤ ወይም ፡
 (እርሷን) ፡ መልሷት ። አላህ ፡ በነ
 ገሩ ፡ ሁሉ ፡ ላይ ፡ ተቆጣጣሪ ፡
 ነውና ።

87 አላህ ፡ ከርሱ ፡ በስተቀር ፡ አም
 ላክ ፡ የለም ፤ ወደ ፡ ትንሣኤ ፡
 ቀን ፡ በርሱ ፡ ጥርጥር ፡ የሌለበት ፡
 ሲኾን ፡ በእርግጥ ፡ ይሰበስባች
 ጌል ። በንግግርም ፡ ከአላህ ፡ ይበ
 ልጥ ፡ እውነተኛ ፡ ማነው ?

88 በመናፍቃንም ፡ (ነገር) ፡ አላህ ፡
 በሥራዎቻቸው ፡ ወደ ፡ ክሕደት ፡
 የመለሳቸው ፡ ሲኾኑ ፡ ሁለት ፡
 ክፍሎች ፡ የኾናችሁት ፡ ለናንተ ፡
 1 የሚደበቅ ፡ ወይም ፡ የሚነገር ፡ መኾኑን ።

ምን ፡ አላችሁ ? አላህ ፡ ያጠመመ
 ውን ፡ ሰው ፡ ልታቀኑ ፡ ታስባላች
 ሁን ? አላህም ፡ ያሳሳተውን ፡
 ሰው ፡ ለርሱ ፡ መንገድን ፡ ፈጽሞ ፡
 አታገኝለትም ።

89 (እነሱ) ፡ እንደ ፡ ካዱ ፡ ብትክዱና ፡
 እኩል ፡ ብትኾኑ ፡ ተመኙ ! በአላ
 ህም ፡ ሃይማኖት ፡ እስከሚሰደዱ ፡
 ድረስ ፡ ከነሱ ፡ ወዳጆችን ፡ አት
 ያዙ ፤ (ከእምነት) ፡ በያፈገፍጉም ፡
 ያዙዋቸው ፤ (ማርኩዋቸው) ።
 ባገኛችሁበትም ፡ ስፍራ ፡ ግደሉ
 ዋቸው ፤ ከነሱም ፡ ወዳጅንና ፡
 ረዳትን ፡ አትያዙ ።

90 እነዚያ ፡ በናንተና ፡ በነርሱ ፡
 መካከል ፡ ቃል ፡ ኪዳን ፡ ወዳላ
 ቸው ፡ ሕዝቦች ፡ የሚጠጉና ፡
 ወይም ፡ እናንተን ፡ ለመጋደል ፡
 ወይም ፡ ወገኖቻቸውን ፡ ለመጋ
 ደል ፡ ልቦቻቸው ፡ የተጨነቁ ፡
 ጥንቃቄ ፡ የመጧዎችሁ ፡ ሲቀሩ ፤
 (እነዚያንስ ፡ አትጋደሉዎቸው) ፤
 አላህም ፡ በሻ ፡ ኖሮ ፡ በእናንተ ፡
 ላይ ፡ ጎይል ፡ በሰጣቸውና ፡ በተ
 ጋደሉዎችሁ ፡ ነበር ፤ ቢተዋች
 ሁና ፡ ባይጋደሉዎችሁም ፡ ወደ ፡
 እናንተም ፡ ዕርቅን ፡ ቢያቀርቡ ፡
 አላህ ፡ ለናንተ ፡ በነሱ ፡ ላይ ፡
 (የመጋደል) ፡ መንገድን ፡ አላ
 ደረገም ።

91 ሌሎችንም ፡ ከናንተ ፡ ለመዳን ፡
 ከወገኖቻቸውም ፡ ለመዳን ፡ የሚ
 ፈልጉን ፡ ታገኛላችሁ ፤ ወደ ፡
 እውከት ፡ እንዲመለሱ ፡ በተ
 ጠሩ ፡ ቍጥር ፡ በርሷ ፡ ውስጥ ፡
 ይመለሳሉ ፤ ባይተወዋችሁና ፡
 እርቅንም ፡ ባያቀርቡላችሁ ፡ እጆ
 ቻቸውንም ፡ ባይሰበስቡ ፡ ባገኛ
 ቸችላቸው ፡ ስፍራ ፡ ማርኩዋቸው ፤

ግደሉዎቸውም ፤ እነዚያችሁ ፡
 ለእናንተ ፡ በነሱ ፡ ላይ ፡ ግልጽ ፡
 ማስረጃን ፡ አድርገናል ።

92 ለምእምንም ፡ በስሕተት ፡ ካል
 ኾነ ፡ በቀር ፡ ምእምንን ፡ መግ
 ደል ፡ አይገባውም ። ምእምንንም ፡
 በስሕተት ፡ የገደለ ፡ ሰው ፡ ያመነ
 ችን ፡ ጫንቃ ፡ ነጻ ፡ ማውጣትና ፡
 ወደ ፡ ቤተሰቦቹም ፡ የምትሰጥ ፡
 ጉማ ፡ ምሕረት ፡ ካላደረጉለት ፡
 በስተቀር ፡ (መክፈል) ፡ አለበት ።
 እርሱ ፡ (ተገዳዩ) ፡ ምእምን ፡
 ሲኾን ፡ ለናንተ ፡ ጠላት ፡ ከኾኑ
 ትም ፡ ሕዝቦች ፡ ቢኾን ፡ ያመነ
 ችን ፡ ጫንቃ ፡ ነጻ ፡ ማውጣት ፡
 (ብቻ) ፡ አለበት ፤ በናንተና ፡
 በነሱ ፡ መካከል ፡ ቃል ፡ ኪዳን ፡
 ካላቸውም ፡ ሕዝቦች ፡ ቢኾን ፡
 ወደ ፡ ቤተሰቦቹ ፡ በእጅ ፡ የምት
 ሰጥ ፡ ጉማና ፡ ያመነችን ፡ ጫንቃ ፡
 ነጻ ፡ ማውጣት ፡ አለበት ፤ ያላገኘ ፡
 ሰውም ፡ ተከታታዮችን ፡ ሁለት ፡
 ወሮች ፡ መጸም ፡ አለበት ፤ አላህ ፡
 መጸጸትን ፡ ለመቀበል ፡ (ደነገገ
 ላችሁ) ፡ አላህም ፡ ዐዋቂ ፡ ጥበ
 በኛ ፡ ነው ።

93 ምእምንንም ፡ አስቦ ፡ የሚገድል ፡
 ሰው ፡ ቅጣቱ ፡ በውስጡ ፡ ዘው
 ታሪ ፡ ሲኾን ፡ ገህንም ፡ ናት ፤ አላ
 ህም ፡ በርሱ ፡ ላይ ፡ ተቆጣ ፤ ረገ
 መውም ፤ ለርሱም ፡ ከባድ ፡ ቅጣ
 ትን ፡ አዘጋጀ ።

94 እላንተ ፡ ያመናችሁ ፡ ሆይ ! በአ
 ላህ ፡ መንገድ ፡ (ለመጋደል) ፡
 በተጓዛችሁ ፡ ጊዜ ፡ አስረግጡ ፤
 ሰላምታንም ፡ ወደናንተ ፡ ላቀ
 ረብ ፡ ሰው ፡ የቅርቢቱን ፡ ሕይ
 ወት ፡ ጥቅም ፡ የምትፈልጉ ፡
 ጥናችሁ ፡ ምእምን ፡ አይደለህም ፡

አትበሉ ፤ አላህም ፡ ዘንድ ፡ ብዙ ፡
 ዘረፋዎች ፡ አልሉ ፤ ከዚህ ፡
 በፊት ፡ እንደዚህ ፡ ነበራችሁ ፤
 አላህም ፡ በናንተ ፡ ላይ ፡ ለገሰ ፤
 ስለዚህ ፡ አስተውሉ ፤ አላህ ፡
 በምትሠሩት ፡ ሁሉ ፡ ውስጠ ፡
 ዐዋቂ ፡ ነውና ።

95 ከምእምናን ፡ የጉዳት ፡ ባለቤት ፡
 ከኾኑት ፡ በቀር ፡ ተቀማጮቹና ፡
 በአላህ ፡ መንገድ ፡ በገንዘቦቻቸውና ፡
 በነፍሶቻቸው ፡ የሚታገሉት ፡ አይተካከሉም ፤ በገንዘቦቻቸውና ፡
 በነፍሶቻቸው ፡ የሚታገሉትን ፡ አላህ ፡ በተቀማጮቹ ፡
 ላይ ፡ በደረጃ ፡ አበለጠ ፤ ለሁሉም ፡ አላህ ፡ መልካሚቱን ፡
 (ገንት) ፡ ተስፋ ፡ ሰጠ ። ታጋዮቹንም ፡ በተቀማጮቹ ፡ ላይ ፡
 አላህ ፡ በታላቅ ፡ ምንዳ ፡ አበለጠ።

96 ክርሱ ፡ ዘንድ ፡ በኾኑ ፡ ደረጃዎች ፡
 (አበለጠ) ፤ ምሕረትንም ፡ አደረገ ፤ እዝነትም ፡ አዘነላቸው ፤
 አላህም ፡ መሐሪ ፡ አዛኝ ፡ ነው ።

97 እነዚያ ፡ (ለእምነት ፡ ባለመሰደድ) ፡
 ነፍሶቻቸውን ፡ በዳዮች ፡ ኾነው ፡ መላእክት ፡ (በበድር) ፡
 የገደሉዋቸው ፡ (መላእክት ፡ ለነርሱ) ፡ በምን ፡ ነገር ፡ ላይ ፡ ነበራችሁ ፡
 ? አሏቸው ፤ በምድር ፡ ውስጥ ፡ ደካሞች ፡ ነበርን ፡ አሉ ፤
 የአላህ ፡ ምድር ፡ ትሰደዱባት ፤ ዘንድ ፡ ሰፊ ፡ አልነበረችምን? አሉ
 ዋቸው ፤ እነዚያም ፡ መናሪያቸው ፡ ገሀነም ፡ ናት ፤ በመመለሻነትም ፡
 ከፋች!

98 ግን ፡ ከወንዶችና ፡ ከሴቶች ፡ ከሕፃናቸው ፡ ሲኾኑ ፡ (ለመውጣት) ፡ መላን ፡ የማይችሉና ፡ መን

ገድንም ፡ የማይምመሩ ፡ (1) ደካሞች ፡
 (ቅጣት ፡ የለባቸውም) ፤ እነዚያም ፡ አላህ ፡ ከነርሱ ፡ ይቅርታ ፡
 ሊያደርግ ፡ ይሻል ፤ አላህም ፡ ይቅር ፡ ባይ ፡ መሐሪ ፡ ነው ።

100 በአላህም ፡ መንገድ ፡ የሚሰደድ ፡ ሰው ፡
 በምድር ፡ ውስጥ ፡ ብዙ ፡ መሰደጃንና ፡ ምችትን ፡ ያገኛል ።
 ወደ ፡ አላህና ፡ ወደ ፡ መልክተኛውም ፡ ሰደተኛ ፡ ኾኖ ፡ ከቤቱ ፡
 የሚወጣ ፡ ከዚያም ፡ (በመንገድ) ፡ ሞት ፡
 የሚያገኘው ፡ ሰው ፡ ምንዳው ፡ በእርግጥ ፡ በአላህ ፡ ዘንድ ፡
 ተረጋገጠ ። አላህም ፡ መሐሪ ፡ አዛኝ ፡ ነው ።

101 በምድርም ፡ ላይ ፡ በተጓዘችሁ ፡
 ጊዜ ፡ እነዚያ ፡ የካዱት ፡ ያውኩናል ፡
 ብላችሁ ፡ ብትፈሩ ፡ ከሶላት ፡ (ባለአራት ፡
 ረከዓት ፡ የኾኑትን) ፡ ብታሳጥሩ ፡ በናንተ ፡ ላይ ፡ ጎጠአት ፡
 የለም ፡ ከሐዲዎች ፡ ለናንተ ፡ በእርግጥ ፡ ግልጽ ፡
 ጠላቶች ፡ ናቸውና ። በውስጣቸውም ፡ በኾንክና ፡
 ሶላትን ፡ ለነርሱ ፡ ባስሰገድካቸው ፡ ጊዜ ፡
 ከነሱ ፡ አንዲት ፡ ጭፍራ ፡ ካንተ ፡ ጋር ፡
 ትቁም ፤ መሣሪያዎቻቸውንም ፡ ይያዙ ፡
 በግንባራቸውም ፡ በተደፉ ፡ ጊዜ ፡ ከስተጓላችሁ ፡
 ይኹኑ ፤ (እነዚህ ፡ ይኼዱና) ፡ ያልሰገዱትም ፡
 ሌሎቹ ፡ ጭፍሮች ፡ ይምጡ ፤ ከአንተም ፡ ጋር ፡
 ይሰገዱ ፤ ጥንቃቄያቸውንና ፡ መሣሪያዎቻቸውንም ፡
 ይያዙ ። እነዚያ ፡ የካዱት ፡ ከመሣሪያዎቻችሁና ፡
 ከጓዘችሁ ፡ ብትዘነጉና ፡ በናንተ ፡ ላይ ፡ አንዲ

1 የግያውቁ ።

ትን ፡ መዘንበል ፡ በዘነበሉ ፡ ተመኙ ፤ ከዝናብም ፡ የኾነ ፡
 ችግር ፡ በናንተ ፡ ቢኖር ፡ ወይም ፡ ሕመምተኞች ፡
 ብትኾኑ ፡ መሣሪያዎቻችሁን ፡ ብታስቀምጡ ፡
 በናንተ ፡ ላይ ፡ ጎጠአት ፡ የለም ፤ ጥንቃቄያችሁንም ፡
 ያዙ ፡ አላህ ፡ ለከሐዲዎች ፡ አዋራጅን ፡ ቅጣት ፡ አዘጋጀ ።

103 ሶላትንም ፡ በፈጸማችሁ ፡ ጊዜ ፡ ቆማችሁም ፡
 ተቀምጣችሁም ፡ በጎኖቻችሁም ፡ ላይ ፡ ተጋድማችሁ ፡
 አላህን ፡ አውሱ ። በረጋችሁም ፡ ጊዜ ፡ ሶላትን ፡
 (አሻልታችሁ) ፡ ሰገዱ ። ሶላት ፡ በምእምናን ፡ ላይ ፡
 በጊዜያት ፡ የተወሰነች ፡ ግዴታ ፡ ናትና ።

104 ሰዎቹንም ፡ በመፈለግ ፡ አትስነፉ ፡
 (ስትቆስሉ) ፡ የምትታመሙ ብትኾኑ ፡ እናንተ ፡
 እንደምትታመሙ ፡ እነሱም ፡ ይታመማሉ ፤ የማይከጅሉትንም ፡
 ከአላህ ፡ ትከጅላላችሁ ። አላህም ፡ ዐዋቂ ፡ ጥበበኛ ፡ ነው ።

105 እኛ ፡ በሰዎች ፡ መካከል ፡ አላህ ፡ ባሳወቀህ ፡
 ልትፈርድ ፡ ወደ አንተ ፡ መጽሐፉን ፡ በውነት ፡
 አወረድን ፤ ለከዳተኞችም ፡ ተከራካሪ ፡ አትኾን ።

106 አላህንም ፡ ምሕረትን ፡ ለምን ፤ አላህ ፡
 መሐሪ ፡ አዛኝ ፡ ነውና ።

107 ከእነዚያም ፡ ነፍሶቻቸውን ፡ ከሚበድሉት ፡ ላይ ፡
 አትከራከር ፤ አላህ ፡ ከዳተኛ ፡ ጎጠአተኛ ፡ የኾነን ፡
 ሰው ፡ አይወድምና ።

108 ከሰው ፡ ይደበቃሉ ፤ አላህም ፡ እርሱ ፡
 (በዕውቀቱ) ፡ ከነሱ ፡ ጋር ፡ ሲኾን ፡ ከንግግር ፡ የማይወደውን ፡
 ነገር ፡ (በልቦቻቸው) ፡

በሚያሳድሩ ፡ ጊዜ ፡ (ክርሱ) ፡ አይደበቁም ።
 አላህም ፡ በሚሠሩት ፡ ሁሉ ፡ (በዕውቀቱ) ፡ ከባቢ ነው ።

109 እነሆ ፡ እናንተ ፡ እነዚያ ፡ በቅርብ ፡
 ቤቱ ፡ ሕይወት ፡ ከነሱ ፡ የተከራከራችሁ ፡ ናችሁ ፤
 በትንሣኤ ፡ ቀን ፡ አላህን ፡ ስለነሱ ፡ የሚከራከር ፡ ማን ፡
 ነው ? ወይስ ፡ ለነሱ ፡ ኃላፊና ፡ መመኪያ ፡
 የሚኾን ፡ ማን ፡ ነው ?

110 መጥፎም ፡ የሚሠራ ፡ ሰው ፡ ወይም ፡
 ነፍሱን ፡ የሚበድል ፡ ከዚያም ፡ (ተጸጽቶ) ፡
 አላህን ፡ ምሕረትን ፡ የሚለምን ፡ አላህን ፡ መሐሪ ፡
 አዛኝ ፡ ኾኖ ፡ ያገኘዋል ።

111 ጎጠአትንም ፡ የሚሠራ ፡ ሰው ፡ የሚሠራው ፡
 ጥፋት ፡ በራሱ ፡ ላይ ፡ ነው ፤ አላህም ፡ ዐዋቂ ፡ ጥበበኛ ፡
 ነው ።

112 ጎጠአትን ፡ ወይም ፡ አበሳን ፡ የሚሠራም ፡
 ሰው ፡ ከዚያም ፡ በርሱ ፡ ንጹሕን ፡ ሰው ፡ የሚሰድብ ፡
 ቅጥፈትንና ፡ ግልጽ ፡ አበሳን ፡ በቁርጥ ፡ ተሸከመ ።

113 የአላህም ፡ ችሮታና ፡ እዝነቱ ፡ ባንተ ፡ ላይ ፡
 ባልነበረ ፡ ኖሮ ፡ ከነሱ ፡ የኾኑ ፡ ጭፍሮች ፡ ሊያሳስቱህ ፡
 ባሰቡ ፡ ነበር ፤ ነፍሶቻቸውንም ፡ እንጅ ፡ ሌላን ፡
 አያሳስቱም ፤ በምንም ፡ አይጎዱህም ። አላህም ፡
 በአንተ ፡ ላይ ፡ መጽሐፍንና ፡ ጥበብን ፡ አወረደ ፤
 የማታውቀውንም ፡ ሁሉ ፡ አስተማረህ ። የአላህም ፡
 ችሮታ ፡ በአንተ ፡ ላይ ፡ ታላቅ ፡ ነው ።

114 ከውይይታቸው ፡ በምጽዋት ፡ ወይም ፡ በበጎ ፡
 ሥራ ፡ ወይም ፡ በሰዎች ፡ መካከል ፡ በማስታረቅ ፡

ከሚያዙ ሰዎች፡ ውይይት ፡ በስተቀር ፡ በብዙው ፡ ውስጥ ፡ ደግነገር ፡ የለበትም ፡ ይኸንንም ፡ (የተባለውን) ፡ የአላህን ፡ ውድታ ፡ ለመፈለግ ፡ የሚሠራ ፡ ሰው ፡ ታላቅ ፡ ምንጭን ፡ እንሰጠዋለን ።

115 ቅነም ፡ መንገድ ፡ ለርሱ ፡ ከተገለጸ ፡ በኋላ ፡ መልክተኛውን ፡ የሚጨቃጨቅና ፡ ከምእምናቸው ፡ መንገድ ፡ ሌላ ፡ የሆነን ፡ የሚከተል ፡ ሰው ፡ (በዚህ ፡ ዓለም) ፡ በተሾመበት ፡ (ጥመት) ፡ ላይ ፡ እንሾመዋለን ፤ (1) ገሀነምንም ፡ እናገባለን ፤ መመለሻይቱም ፡ ከፋች ፤

116 አላህ ፡ በርሱ ፡ የማጋራትን ፡ (ወንጀል) ፡ አይምርም ፡ ከዚህም ፡ ወዲያ ፡ ያለውን ፡ ለሚሻው ፡ ሰው ፡ ይምራል። በአላህም ፡ የሚያጋራ ፡ ሰው ፡ (ከውነት) ፡ የራቀን ፡ መሳሳት ፡ በእርግጥ ፡ ተሳሳተ።

117 ከርሱ ፡ ሌላ ፡ እንስታትን ፡ (2) እንጅ ፡ አይገዙም ፤ አመጠኛ ፡ ሰይጣንንም ፡ እንጅ ፡ ሌላን ፡ አይገዙም ።

118 አላህ ፡ የረገመውን ፡ ከባርኝሁም ፡ የተወሰነን ፡ ድርሻ ፡ በእርግጥ ፡ እይዛለሁ ፡ ያለውን ፡ (ሰይጣን ፡ እንጅ ፡ ሌላን ፡ አይከተሉም) ።

119 በእርግጥ ፡ አጠግቶታለሁም ፤ (ከንቱን) ፡ አስመኛቶታለሁም ፤ አዛቸውምና ፡ የእንስሶችን ፡ ጀርዎች ፡ ይተለትላሉ ፤ አዛቸውምና ፡ የአላህን ፡ ፍጥረት ፡ ይለውጣሉ ፤ (ያለውን ፡ ይከተላሉ) ፤ ከአላ

ህም ፡ ሌላ ፡ ሰይጣንን ፡ ረዳት ፡ አድርጉ ፡ የሚይዙ ፡ ሰው ፡ ግልጽ ፡ ክስረትን ፡ በእርግጥ ፡ ከሰራ።

120 (የማይፈጸመውን) ፡ ተስፋ ፡ ይሰጣቸዋል ፤ ያስመኛቸዋልም ፤ ሰይጣንም ፡ ለግታለል ፡ እንጅ ፡ አይቀጥራቸውም ።

121 እነዚያ ፡ መናሪያቸው ፡ ገሀነም ፡ ናት ፤ ከርስዋም ፡ መሸሻን ፡ አያገኙም ።

122 እነዚያም ፡ ያመኑና ፡ በጎ ፡ ሥራዎችን ፡ የሠሩ ፡ በሰራቸው ፡ ወንዞች ፡ የሚፈሱባቸውን ፡ ገነቶች ፡ ዘላለም ፡ በውስጣቸው ፡ ዘውታሪዎች ፡ ሲሆኑ ፡ እናገባቸዋለን ፤ አላህ ፡ እውነተኛን ፡ ተስፋ ፡ ሰጣቸው ። በንግግርም ፡ ከአላህ ፡ ይበልጥ ፡ እውነተኛ ፡ ግን ፡ ነው? (ነገሩ) ፡ በምኞታችሁና ፡ በመጽሐፍ ፡ ሰዎች ፡ ምኞት ፡ አይደለም ፤ መጥፎን ፡ የሚሠራ ፡ ሰው ፡ በርሱ ፡ ይቀጣል ፤ ለርሱም ፡ ከአላህ ፡ ሌላ ፡ ጠባቂንም ፡ ረዳትንም ፡ አያገኝም ።

124 ከወንድ ፡ ወይም ፡ ከሴት ፡ እርሱ ፡ አግኝ ፡ ሽፍ ፡ ከበጎ ፡ ሥራዎች ፡ አንዳችን ፡ የሚሠራም ፡ ሰው ፡ እነዚያ ፡ ገነትን ፡ ይገባሉ ፤ በተምር ፡ ፍራ ፡ ላይ ፡ ያለችን ፡ ነጥብ ፡ ያክል ፡ እንኳ ፡ አይበደሉም ።

125 እርሱ ፡ መልካም ፡ ሠሪ ፡ ሽፍ ፡ ፊቱን ፡ ለአላህ ፡ ከሰጠና ፡ የኢብራሂምንም ፡ መንገድ ፡ ቀጥተኛ ፡ ሲሆን ፡ ከተከተለ ፡ ሰው ፡ ይበልጥ ፡ ሃይማኖቱ ፡ የማረ ፡ ግን ፡ ነው? አላህም ፡ ኢብራሂምን ፡ ፍጹም ፡ ወዳጅ ፡ አድርጉ ፡ ያዘው ።

126 በሰማያት ፡ ያለውና ፡ በምድር ፡ ያለው ፡ ሁሉ ፡ የአላህ ፡ ነው ።

አላህም ፡ በነገሩ ፡ ሁሉ ፡ በዕውቀት ፡ ከባቢ ፡ ነው ።

127 በሴቶችም ፡ ነገር ፡ ያስተቸሃል ፤ አላህ ፡ በነርሱ ፡ ይነግራችኋል ፤ ያም ፡ በመጽሐፍ ፡ በናንተ ፡ ላይ ፡ የሚነበበው ፡ በነዚያ ፡ ለነርሱ ፡ (ከውርስ) ፡ የተጻፈላቸውን ፡ በማትሰጧቸውና ፡ ልታገቧቸው ፡ በማትፈልጉት ፡ የቲሞች ፡ ሴቶች ፡ (ይህንን ፡ እንዳታደርጉ) ፡ ከሐፃናትም ፡ ለሆኑት ፡ ደካሞች ፡ መብታቸውን ፡ እንድትሰጡ ፤ ለየቲሞችም ፡ በትክክል ፡ እንድትቆሙ ፡ (ይነግራችኋል) ፡ በላቸው ። ከበጎም ፡ ሥራ ፡ ግናቸውንም ፡ ብትሠሩ ፡ አላህ ፡ እርሱን ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ።

128 ሴትም ፡ ከባልዋ ፡ ጥላቻን ፡ ወይም ፡ ፊቱን ፡ ግዞርን ፡ ብታውቅ ፡ በመካከላቸው ፡ መስማማትን ፡ ቢሰማሙ ፡ በሁለቱ ፡ ላይ ፡ ጎጠኝነት ፡ የለም ። መታረቅም ፡ መልካም ፡ ነው ። ነፍሶችም ፡ ንፍገት ፡ ተጣለባቸው ። መልካምም ፡ ብትሠሩ ፡ ብትጠነቀቁም ፡ አላህ ፡ በምትሠሩት ፡ ሁሉ ፡ ውስጠ ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ።

129 በሴቶችም ፡ መካከል ፡ ምንም ፡ እንኳ ፡ ብትጓጉ ፡ (በፍቅር) ፡ ለማስተካከል ፡ አትችሉም ። እንደ ፡ ተንጠላጠላችሁ ፡ አድርጋችሁ ፡ ትተዋት ፡ ዘንድ ፡ (ወደምትወዷት) ፡ መገዘዝበልን ፡ ሁሉ ፡ አትገዘዝበሉ ፤ ብታበጁም ፡ ብትጠነቀቁም ፡ አላህ ፡ መሐሪ ፡ አዛኝ ፡ ነው ።

130 ቢለያዩም ፡ አላህ ፡ ሁሉንም ፡ በችርታው ፡ ያብቃቃቸዋል ። አላህም ፡ ችርታው ፡ ሰፊ ፡ ጥበብኛ ፡ ነው ።

131 በሰማያት ፡ ያለውና ፡ በምድርም ፡ ያለው ፡ ሁሉ ፡ የአላህ ፡ ነው ። እነዚያንም ፡ ከበፊታችሁ ፡ መጽሐፍን ፡ የተሰጡትን ፡ እናንተንም ፡ አላህን ፡ ፍሩ ፡ በማለት ፡ በእርግጥ ፡ አዘዝን ፤ ብትካዱም ፡ በሰማያትና ፡ በምድር ፡ ያለው ፡ ሁሉ ፡ የአላህ ፡ ነው ፤ (አትጎዱትም) ፤ አላህም ፡ ተብቃቂ ፡ ምስጉን ፡ ነው ።

132 በሰማያት ፡ ያለውና ፡ በምድርም ፡ ያለው ፡ ሁሉ ፡ የአላህ ፡ ነው ፤ መመኪያም ፡ በአላህ ፡ በቃ ።

133 ሰዎች ፡ ሆይ ! (አላህ) ፡ ቢሻ ፡ ያስወግዳችኋል ፤ ሌሎችንም ፡ ያመጣል ፤ አላህም ፡ በዚህ ፡ ላይ ፡ ቻይ ፡ ነው ።

134 የቅርቢቱን ፡ ዓለም ፡ ምንጭ ፡ የሚፈልግ ፡ የሆነ ፡ ሰው ፡ አላህ ፡ ዘንድ ፡ የቅርቢቱና ፡ የመጨረሻ ይቱ ፡ ምንጭ ፡ አልለ ። አላህም ፡ ሰሚ ፡ ተመልካች ፡ ነው ።

135 እላንተ ፡ ያመናችሁ ፡ ሆይ ! በትክክል ፡ (ፍትሕ) ፡ ቀዋሚዎች ፡ በነፍሶቻችሁ ፡ ወይም ፡ በወላጆችና ፡ በቅርብ ፡ ዘመዶች ፡ ላይ ፡ ቢሆንም ፡ እንኳ ፡ ለአላህ ፡ መስካሪዎች ፡ ሹኑ ። ሀብታም ፡ ወይም ፡ ድካ ፡ ቢሆን ፡ አላህ ፡ በነርሱ ፡ (ከናንተ) ፡ ይበልጥ ፡ ተገቢ ፡ ነው ። እንዳታደሉም ፡ ዝንባሌን ፡ አትከተሉ ። ብታጣምሙም ፡ ወይም ፡ (መመስከርን) ፡ ብትተው ፡ አላህ ፡ በምትሠሩት ፡ ነገር ፡ ሁሉ ፡ ውስጠ ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ።

136 እላንተ ፡ ያመናችሁ ፡ ሆይ ! በአላህና ፡ በመልክተኛው ፡ በዚያም ፡ በመልክተኛው ፡ ላይ ፡ ባወረደው ፡

1 በመረጠው ፡ ላይ ፡ እንተወዋለን ።
 2 በእንስት ፡ ስም ፡ የሚጠሩዋቸውን ፡ ጣዖታት ፡ ላት ፡ ዐዘ ፡ መናት ፡ መላእክት ፡... ቸውን ።

መጽሐፍ ፡ በዚያም ፡ ከበሬቱ ፡
 ባወረደው ፡ መጽሐፍ ፡ እመኑ ፤
 በአላህና ፡ በመላእክቱም ፡ በመጽ
 ሐፍቶም ፡ በመልክተኞቹም ፡
 በመጨረሻውም ፡ ቀን ፡ የካደ ፡
 ሰው ፡ (ከውነት) ፡ የራቀን ፡ መሳ
 ሳት ፡ በእርግጥ ፡ ተሳሳተ ።

137 እነዚያ ፡ (በሙሳ) ፡ ያመኑና ፡ ከዚ
 ያም ፡ (ወይፈንን ፡ በመግገዛት) ፡
 የካዱ ፡ ከዚያም ፡ (በርሱ) ፡ ያመኑ፡
 ከዚያም ፡ (በዒሳ) ፡ የካዱ ፡ ከዚ
 ያም ፡ (በሙሐመድ) ፡ ክሕደትን ፡
 የጨመሩ ፡ አላህ ፡ ለነሱ ፡ የሚም
 ሬቸውና ፡ ቅኑን ፡ መንገድ ፡ የሚ
 መራቸው ፡ አይደለም ።

138 መናፍቃንን ፡ ለነርሱ ፡ አሳማሚ ፡
 ቅጣት ፡ ያላቸው ፡ መኾኑን ፡ አብ
 ስራቸው ።

139 እነዚያ ፡ ከምእምናን ፡ ሌላ ፡ ከሐ
 ዲዎችን ፡ ወዳጆች ፡ አድርገው ፡
 የሚይዙ ፡ እነሱ ፡ ዘንድ ፡ ልቅ
 ናን ፡ ይፈልጋሉን ? ልቅናም ፡
 ሁሉ ፡ ለአላህ ፡ ብቻ ፡ ነው ።

140 በእናንተም ፡ ላይ ፡ በመጽሐፍ ፡
 ውስጥ (1) የአላህን ፡ እንቀጾች ፡
 በርሷ ፡ ሲካድባትና ፡ በርሷም ፡
 ሲላገጥባት ፡ በሰማችሁ ፡ ጊዜ ፡
 በሌላ ፡ ወሬ ፡ ውስጥ ፡ እስከሚ
 ገቡ ፡ ድረስ ፡ ከእነሱ ፡ ጋር ፡ አት
 ቀመጡ ፡ ማለትን ፡ በእርግጥ ፡
 አወረደ ፤ እናንተ ፡ ያንጊዜ ፡ ብጤ
 ያቸው ፡ ናችሁና ፤ አላህ ፡ መናፍ
 ቃንን ፡ እና ፡ ከሐዲዎችን ፡ በሙሉ ፡
 በገሀነም ፡ ውስጥ ፡ ሰብሳቢ ፡
 ነውና።

141 እነዚያ ፡ በእናንተ ፡ (የጊዜን ፡
 መዘዋወር) ፡ የሚጠባበቁ ፡ ናቸው፤

ለናንተም ፡ ከአላህ ፡ የኾነ ፡ እሸና
 ፊነት ፡ ቢኖራችሁ ፡ ከናንተ ፡
 ጋር ፡ አልነበርንምን ? ይላሉ ፤
 ለከሐዲዎችም ፡ ዕድል ፡ ቢኖር ፡
 (ከአሁን ፡ በፊት) ፡ በናንተ ፡ ላይ ፡
 አልተሾምንምን ? (እና ፡ አልተው
 ናችሁምን ?) ከምእምናንም ፡
 (አደጋ) ፡ አልከለከልኛችሁምን ?
 ይላሉ ። አላህም ፡ በትንሣኤ ፡
 ቀን ፡ በመካከላችሁ ፡ ይፈርዳል ፤
 አላህም ፡ ለከሐዲዎች ፡ በምእም
 ናን ፡ ላይ ፡ መንገድን ፡ በፍጹም ፡
 አያደርግም ።

142 መናፍቃን ፡ አላህን ፡ ያታልላሉ ፤
 እርሱም ፡ አታላያቸው ፡ ነው ፤
 (ይቀጣቸዋል) ፤ ወደ ፡ ሶላትም ፡
 በቆሙ ፡ ጊዜ ፡ ታካቸች ፡ ሰዎ
 ችን ፡ የሚያሳዩ ፡ ኾነው ፡ ይቆ
 ማሉ ፤ አላህንም ፡ ጥቂትን ፡
 እንጅ ፡ አያውሱም ።

143 በዚህ ፡ መካከል ፡ ወላዎቹ ፡
 ኾነው ፡ (ያላያሉ) ፡ ወደነዚህም ፡
 ወደነዚያም ፡ አይደሉም ፤ አላ
 ህም ፡ ያሳሳተውን ፡ ሰው ፡ ለርሱ ፡
 (የቅንነት) ፡ መንገድን ፡ በፍጹም ፡
 አታገኝላትም ።

144 እሳንተ ፡ ያመናችሁ ፡ ሆይ ! ከም
 እምናን ፡ ሌላ ፡ ከሐዲዎችን ፡
 ወዳጆች ፡ አድርጋችሁ ፡ አትያዙ ፤
 ለአላህ ፡ በናንተ ፡ ላይ ፡ ግልጽ ፡
 ማስረጃዎችን ፡ ልታደርጉ ፡ ትፈ
 ልጋላችሁን ?

145 መናፍቃን ፡ በእርግጥ ፡ ከእሳት ፡
 በታችኛው ፡ አዘቅት ፡ ውስጥ ፡
 ናቸው ፤ ለነሱም ፡ ረዳትን ፡ አታ
 ገኝላቸውም ።

146 እነዚያ ፡ የተመለሱ ፡ (ሥራቸ
 ውን) ፡ ያሳመሩም ፤ በአላህም ፡
 የተጠበቁ ፤ ሃይማኖታቸውንም ፡

ለአላህ ፡ ፍጹም ፡ ያደረጉ ፡ ሲቀሩ ፡
 እነዚያስ ፡ ከምእምናን ፡ ጋር ፡
 ናቸው ፤ ለምእምናንም ፡ አላህ ፡
 ታላቅን ፡ ምንዳ ፡ በእርግጥ ፡ ይሰ
 ጣል ።

147 ብታመሰግኑና ፡ ብታምኑ ፡ አላህ ፡
 እናንተን ፡ በመቅጣት ፡ ምን ፡
 ያደርጋል ? አላህም ፡ ወረታን ፡
 መላሽ ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ።

* * *

148 አላህ ፡ ከንግግር ፡ በክፉው ፡ መጮ
 ህን ፡ ከተበደለ ፡ ሰው ፡ (ጨኸት) ፡
 በቀር ፡ አይወድም ፤ አላህ ፡ ሰሚ ፡
 ዐዋቂ ፡ ነው ።

149 ደግ ፡ ነገርን ፡ ብትገልጹ ፡ ወይም ፡
 ብትደብቁት ፡ ወይም ፡ ከመጥር ፡
 ህገር ፡ (ከበደል) ፡ ይቅርታ ፡ ብታ
 ደርጉ ፡ አላህ ፡ ይቅር ፡ ባይ ፡
 ኃያል ፡ ነው።

150 እነዚያ ፡ በአላህና ፡ በመልክተ
 ኞቹ ፡ የሚከዱ ፡ በአላህና ፡ በመ
 ልክተኞቹም ፡ መካከል ፡ መለየ
 ትን ፡ የሚፈልጉ ፡ በከፊሉም ፡
 እናምናለን ፡ በከፊሉም ፡ እንክ
 ዳለን ፡ የሚሉ ፡ በዚህም ፡ መካ
 ከል ፡ መንገድን ፡ ሊይዙ ፡ የሚ
 ፈልጉ ፤

151 እነዚያ ፡ በውነት ፡ ከሐዲዎቹ ፡
 እነርሱ ፡ ናቸው ። ለከሐዲዎችም ፡
 አዋራጅን ፡ ቅጣት ፡ አዘጋጅ
 ተናል ።

152 እነዚያም ፡ በአላህና ፡ በመልክተ
 ኞቹ ፡ ያመኑ ፡ ከነሱም ፡ በእን
 ድም ፡ መካከል ፡ ያልለዩ ፡ እነ
 ዚያ ፡ ምንዳዎቻቸውን ፡ በእር
 ግጥ ፡ ይሰጣቸዋል ። አላህም ፡
 መሐሪ ፡ አዛኝ ፡ ነው ።

153 የመጽሐፍ ፡ ሰዎች ፡ በነሱ ፡ ላይ ፡
 ከሰማይ ፡ መጽሐፍን ፡ እንድታ
 ወርድ ፡ ይጠይቁሃል ፤ ከዚያም ፡
 የከበደን ፡ ሙሳን ፡ በእርግጥ ፡
 ጠይቀዋል ፤ አላህንም ፡ በግልጽ ፡
 አሳየን ፡ ብለዋል ፤ በበደላቸውም ፡
 መብረት ፡ ያዘቻቸው ። ከዚያም ፡
 ታምራቶች ፡ ከመጡዋቸው ፡ በ
 ጌላ ፡ ወይፈኑን ፡ (አምላክ ፡ እድ
 ርገው) ፡ ያዙ ፤ ከዚያም ፡ ይቅር ፡
 አልን ። ሙሳንም ፡ ግልጽ ፡ ስል
 ጣንን ፡ ሰጠነው ።

154 በቃል ፡ ኪዳናቸውም ፡ ምክን
 ያት ፡ የጡርን ፡ ተራራ ፡ ከበላያ
 ቸው ፡ እነሳን ፤ ለነሱም ፡ ደጃ
 ፉን ፡ አጉንባሾች ፡ ኾናችሁ ፡
 ግቡ ፡ አልን ፤ ለነርሱም ፡ በሰን
 በት ፡ ቀን ፡ ትእዛዝን ፡ አትተላ
 ለፉ ፡ አልን ፤ ከነሱም ፡ ከባድን ፡
 ቃል ፡ ኪዳን ፡ ያዘን ።

155 ቃል ፡ ኪዳናቸውንም ፡ በማፍረሳ
 ቸው ፡ በአላህም ፡ እንቀጾች ፡ በመ
 ካዳቸው ፡ ነቢያትንም ፡ ያለ ፡ አግ
 ባብ ፡ በመግደላቸውና ፡ ልቦቻ
 ችን ፡ ሸፍኖች ፡ ናቸው ፡ በማለታ
 ቸው ፡ ምክንያት ፡ (ረገምናቸው) ፤
 በውነቱ ፡ በክሕደታቸው ፡ ምክን
 ያት ፡ አላህ ፡ በርሷ ፡ ላይ ፡ አተመ፤
 ስለዚህ ፡ ጥቂትን ፡ እንጅ ፡ አያ
 ምኑም ።

156 በመካዳቸውም ፡ በመርዮም ፡ ላይ ፡
 ከባድ ፡ ቅጥፈትን ፡ በመናገራቸ
 ውም ፡ ምክንያት ፡ (ረገምናቸው)።

157 —እኛ ፡ የአላህን ፡ መልክተኛ ፡
 የመርዮምን ፡ ልጅ ፡ አልመሲሕ ፡
 ዒሳን ፡ ገደልን ፡ በማለታቸውም ፡
 (ረገምናቸው) ፤ አልገደሉትም ፤
 አልሰቀሉትምም ፤ ግን ፡ ለነሱ ፡
 (የተገደለው ፡ ሰው ፡ በዒሳ) ፡

1 በቁርአን ፡ በእንዳም ፡ ምዕራፍ ፡ እንቀጽ ፡
 ፳፮ ፤

ተመሰለ ፤ እነዚያም ፡ በርሱ ፡ ነገር ፡ የተለያዩት ፡ ከርሱ ፡ (መገደል) ፡ በመጠራጠር ፡ ውስጥ ፡ ናቸው ፤ ጥርጣሬን ፡ ከመከተል ፡ በስተቀር ፡ በርሱ ፡ ነገር ፡ ምንም ዕውቀት ፡ የላቸውም ፤ በእርግጥም ፡ አልገደሉትም ።

158 ይልቁንስ ፡ አላህ ፡ ወደርሱ ፡ አነሳው ፤ አላህም ፡ አሸናፊ ፡ ጥበበኛ ፡ ነው ።

159 ከመጽሐፉም ፡ ሰዎች ፡ ከመሞቱ ፡ በፊት ፡ በርሱ ፡ (በዲሳ) ፡ በእርግጥ ፡ የሚያምን ፡ እንጅ ፡ (እንደም) ፡ የለም ፤ በትንሣኤም ፡ ቀን ፡ በነሱ ፡ ላይ ፡ መስካሪ ፡ ይኸናል ።

160 ከነዚያ ፡ ይሁዳውያን ፡ ከኾኑትም ፡ በተገኘው ፡ በደል ፡ ሰዎችንም ፡ ከአላህ ፡ መንገድ ፡ በብዙ ፡ በመከላከላቸው ፡ ምክንያት ፡ ለነሱ ፡ ተፈቅደው ፡ የነበሩትን ፡ ጣፋሮች ፡ ምግቦች ፡ በነርሱ ፡ ላይ ፡ እርም ፡ አደረግንባቸው ።

161 ከርሱ ፡ በቁርጥ ፡ የተከለከሉ ፡ ሲኾኑ ፡ አራጣንም ፡ በመያዛቸውና ፡ የሰዎችን ፡ ገንዘቦች ፡ ያለ ፡ አግባብ ፡ (በጉቦ) ፡ በመብላታቸውም ፡ ምክንያት ፡ (የተፈቀደላቸውን ፡ እርም ፡ አደረግንባቸው) ። ከነሱም ፡ ለከተላዎቹ ፡ አሳማሚን ፡ ቅጣት ፡ አዘጋጀን ።

162 ግን ፡ ከነርሱ ፡ ውስጥ ፡ በዕውቀት ፡ የጠለቁትና ፡ ምእምናኖቹ ፡ በአንተ ፡ ላይ ፡ በተወረደውና ፡ ከአንተም ፡ በፊት ፡ በተወረደው ፡ መጽሐፍ ፡ የሚያምኑ ፡ ሲኾኑ ፤ ሶላትንም ፡ ደንቡን ፡ ጠብቀው ፡ ሰጋጆችን ፡ (እናመሰግናለን) ፡ ዘካንም ፡ ሰጧዎቹ ፡ በአላህና ፡ በመ

ጨረሻውም ፡ ቀን ፡ አማኞቹ ፡ እነዚያ ፡ ታላቅ ፡ ምንዳን ፡ በእርግጥ ፡ እንሰጣቸዋለን ።

163 እኛ ፡ ወደ ፡ ኑሕና ፡ ከርሱ ፡ በኋላ ፡ ወደ ፡ ነበሩት ፡ ነቢያት ፡ እንዳወረድን ፤ ወደ ፡ አንተም ፡ አወረድን ፤ ወደ ፡ ኢብራሂምም ፡ ወደ ፡ ኢስማኢልም ፡ ወደ ፡ ኢስሐቅም ፡ ወደ ፡ ያዕቆብም ፡ ወደ ፡ ነገዶቹም ፡ ወደ ፡ ዲሳም ፡ ወደ ፡ አዮብም ፡ ወደ ፡ ዩኑስም ፡ ወደ ፡ ሃሩንና ፡ ወደ ፡ ሱለይማንም ፡ አወረድን ፤ ለዳውድም ፡ ዘቡርን ፡ ሰጠነው ።

164 ከዚህም ፡ በፊት ፡ በአንተ ፡ ላይ ፡ በእርግጥ ፡ የተረከናቸውን ፡ መልክተኞች ፡ ባንተ ፡ ላይም ፡ ያልተረከናቸውን ፡ መልክተኞች ፡ (እንደላክን ፡ ላክንህ) ። አላህም ፡ ሙሳን ፡ ማነጋገርን ፡ አነጋገረው ።

165 ከመልክተኞቹ ፡ በኋላ ፡ ለሰዎች ፡ በአላህ ፡ ላይ ፡ አስረጅ ፡ እንዳይኖር ፡ አብሳሪዎችና ፡ አስፈራሪዎች ፡ የኾኑን ፡ መልክተኞች ፡ (ላክን) ፤ አላህም ፡ አሸናፊ ፡ ጥበበኛ ፡ ነው ።

166 ግን ፡ አላህ ፡ ባንተ ፡ ላይ ፡ ባወረደው ፡ ይመስክራል ፤ በዕውቀቱ ፡ አወረደው ፤ መላእክቱም ፡ ይመስክራሉ ፤ መስካሪም ፡ በአላህ ፡ በቃ ።

167 እነዚያ ፡ የካዱት ፡ ከአላህም ፡ መንገድ ፡ ያገዱት ፡ (ከውነት) ፡ የራቀን ፡ መሳሳት ፡ በእርግጥ ፡ ተሳሳቱ ።

168 እነዚያ ፡ የካዱ ፡ የበደሉም ፡ አላህ ፡ የሚምራቸውና ፡ (ቅን) ፡ መንገድን ፡ የሚመራቸው ፡ አይደለም ።

169 ግን ፡ በውስጡ ፡ ዘለዓለም ፡ ዘውታሪዎች ፡ ሲኾኑ ፡ የገሀነምን ፡ በመ

መንገድ ፡ (ይመራቸዋል) ፡ ይህም ፡ በአላህ ፡ ላይ ፡ ገር ፡ ነው ።

170 እላንተ ፡ ሰዎች ፡ ሆይ ፤ መልክተኛው ፡ እውነትን ፡ ከጌታችሁ ፡ አመጣላችሁ ፤ እመኑም ፤ ለናንተ ፡ የተሻለ ፡ (ይኾናል) ፤ ብትከዱም ፡ (አትጉዱትም) ፤ በሰማያትና ፡ በምድር ፡ ያለው ፡ ሁሉ ፡ የአላህ ፡ ነውና ፤ አላህም ፡ ዐዋቂ ፡ ጥበበኛ ፡ ነው ።

171 እላንተ ፡ የመጽሐፉ ፡ ሰዎች ፡ ሆይ ፤ በሃይማኖታችሁ ፡ ወሰንን ፡ አትለፉ ፤ በአላህም ፡ ላይ ፡ እውነትን ፡ እንጅ ፡ አትናገሩ ፤ የመርየም ፡ ልጅ ፡ አልመሲሕ ፡ ዲሳ ፡ የአላህ ፡ መልክተኛ ፡ ወደ ፡ መርየም ፡ የጣላት ፡ (የኹን) ፡ ቃሉም ፡ ከርሱ ፡ የኾነ ፡ መንፈስም ፡ ብቻ ፡ ነው ፤ በአላህና ፡ በመልክተኞቹም ፡ እመኑ ፤ (አማልክት) ፡ ሦስት ፡ ናቸው ፡ አትበሉም ፤ ተከልከሉ ፤ ለናንተ ፡ የተሻለ ፡ ይኾናል ፤ አላህ ፡ አንድ ፡ አምላክ ፡ ብቻ ፡ ነው ። ለርሱ ፡ ልጅ ፡ ያለው ፡ ከመኾን ፡ የጠራ ፡ ነው ። በሰማያትና ፡ በምድር ፡ ያለ ፡ ሁሉ ፡ የርሱ ፡ ነው ። መመኪያም ፡ በአላህ ፡ በቃ ።


172 አልመሲሕ ፡ ለአላህ ፡ ባሪያ ፡ ከመኾን ፡ ፈጽሞ ፡ አይጠየቁም ፤ ቀራቢዎች ፡ የኾኑት ፡ መላእክትም ፡ (አይጠየቁም) ፤ እርሱን ፡ ከመገዛት ፡ የሚጠየቁና ፡ የሚኮራም ፡ ሰው ፡ (አላህ) ፡ ሁሉንም ፡ ወደ ፡ እርሱ ፡ በእርግጥ ፡ ይሰበስባቸዋል ።

173 እነዚያማ ፡ ያመኑት ፡ መልካሞችንም ፡ የሠሩት ፡ ምንዳዎቻቸውን ፡ ይሞላላቸዋል ፡ ከኾርታውም ፡ ይጨምርላቸዋል ። እነዚያን ፡ የተጠየሩትንና ፡ የኮሩትንማ ፡ አሳማሚን ፡ ቅጣት ፡ ይቀጣቸዋል ። ከአላህም ፡ ሌላ ፡ ለነሱ ፡ ዘመድንና ፡ ረዳትን ፡ አያገኙም ።

174 እላንተ ፡ ሰዎች ፡ ሆይ ፤ ከጌታችሁ ፡ ዘንድ ፡ በእርግጥ ፡ አስረጅ ፡ መጣላችሁ ፤ ወደናንተም ፡ ገላጭ ፡ የኾነን ፡ ብርሃን ፡ (ቁርአንን) ፡ አወረድን ።

175 እነዚያማ ፡ በአላህ ፡ ያመኑ ፡ በርሱም ፡ የተጠበቁ ፡ ከሱ ፡ በኾነው ፡ እዝነትና ፡ ኾርታ ፡ ውስጥ ፡ በእርግጥ ፡ ያስገባቸዋል ። ወደርሱም ፡ ቀጥተኛ ፡ መንገድን ፡ ይመራቸዋል ።

176 ይጠይቁሃል ፤ በላቸው ፡— ወላጅና ፡ ልጅ ፡ ሳይኖረው ፡ በሚወረስ ፡ ሰው ፡ አላህ ፡ ይነግራችኋል ፤ ለርሱ ፡ ልጅ ፡ የሌለው ፡ ሰው ፡ ቢሞት ፡ ለርሱም ፡ እገት ፡ ብትኖረው ፡ ለርስዋ ፡ ከተወው ፡ ረጅት ፡ ግማሹ ፡ አላት ፡ እርሱም ፡ ለርሷ ፡ ልጅ ፡ የሌላት ፡ እንደ ፡ ኾነች ፡ (በሙሉ) ፡ ይወርሳታል ። ሁለት ፡ (እገቶች ፡ ወይም ፡ ከሁለት ፡ በላይ) ፡ በጊዜም ፡ ከተወው ፡ ረጅት ፡ ከሦስት ፡ ሁለት ፡ እጅ ፡ አላቸው ። ወንድሞች ፡ (ና ፡ እገቶች) ፡ ወንዶችና ፡ ሴቶች ፡ ቢኾኑም ፡ ለወንዱ ፡ የሁለት ፡ ሴቶች ፡ ድርሻ ፡ ብጤ ፡ አለው ። አላህ ፡ እንዳትሳሳቱ ፡ ለናንተ ፡ ያብራራል ። አላህም ፡ በነገሩ ፡ ሁሉ ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ።



በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም :
 ርሳሩህ : በጣም : አዛኝ : በሆነው።

1 አላንተ : ያመናችሁ : ሆይ ! በቃል
 ኪዳናች : ሙሉ ፤ በናንተ : ላይ :
 የሚነበበው : (1) ብቻ : ሲቀር :
 የግመል : የከብት : የበግና : የፍ
 የል : እንሰላምች : እናንተ :
 በሐጅ : ሥራ : ላይ : ሽናችሁ :
 ማደገን : የተፈቀደ : ሳታደርጉ :
 ለናንተ : ተፈቀዱ : አላህ :
 የሚሻውን : ያፈርዳል

2 አላንተ : ያመናችሁ : ሆይ ! የአላ
 ህን : (ክልክል : ያደረጋችውን) :
 ምልክቶች : የተፈቀዱ : አታድ
 ርጉ ፤ የተከበረውንም : ወር : በመ
 ጋደል : አትድፈሩ ፤ ወደ : መካ :
 የሚነዱትን : መሥዋዕትና : የሚ
 ታበቱባቸውንም : ገመዶች : ከጌ
 ታቸው : ችሮታንና : ውዴታን :
 ፈልገው : ወደ : ተከበረው : ቤት :
 አሳቢዎችንም : ሰዎች : (አት
 ንኩ) ፤ ከሐጅም : ሥራ : በወጣ
 ችሁ : ጊዜ : ዕድኑ ፤ ከተከበረው :
 መሰጊድ : ስለከለከሉዎችሁ :
 ሰዎችን : መጥላትም : (በነሱ :
 ላይ) : ወሰን : እንድታልፉ : አይ
 ገፋፋችሁ ፤ በበን : ነገርና : አላ
 ህን : በመፍራትም : ተረዳዱ ፤
 ግን : በኃጢአትና : ወሰንን : በማ
 ለፍ : አትረዳዱ አላህንም :

ፍሩ ፤ አላህ : ቅጣተ : ብርቱ ፤
 ነውና ።

3 በክት : ፈሳሽ : ደምም : የእሪያ :
 (አጣጣ) : ሥጋም ፤ በርሱ : ከአ
 ላህ : (ስም) : ሌላ : የተነሳበትም ፤
 የታነቀችም : ተደብድባ : የተገደ
 ለችም : ተንከባላ : የሞተችም :
 በቀንድ : ተወግታ : የሞተችም :
 ክርሷ : አውራ ፤ የበላላትም : (ከነ
 ዚህ ፤ በሕይወት : ደርሳችሁ) :
 ያረዳችሁት : ብቻ : ሲቀር ፤ ለጣዖ
 ታትም : የታረደው : በአዝላምም :
 (1) ዕድልን ፤ መፈለጋችሁ : በና
 ንተ : ላይ : እርም : ተደረገ ፤ ይሃ
 ችሁ : አመጥ : ነው ። ዛሬ : (2)
 እነዚያ : የካዱት : ከሃይማኖታ
 ችሁ : ተስፋ : ቆረጡ ፤ ስለዚህ :
 አትፍሩዎቸው ፤ ፍሩኝም ፤ ዛሬ :
 ሃይማኖታችሁን : ለናንተ : ሞላ
 ሁላችሁ ። ጸጋዬንም : በናንተ :
 ላይ : ፈጸምኩ ። ለእናንተም : ኢስ
 ላምን : ከሃይማኖት : በኩል ፤
 ወደድኩ ፤ በረኃብ : ወቅት :
 ወደ : ኃጢአት ፤ ያዘነበለ ፤ ላይ
 ሆን : (እርም : የሽነትን ፤ ለመብ
 ላት) : የተገደደ ፤ ሰውም ፤ (ይብላ) ፤
 አላህ : መሓሪ : አዛኝ ፤ ነውና ።

4 ለነርሱ : ምን : እንደተፈቀደላ
 ችው : ይጠይቁሃል ፤ በላቸው ፤
 ለእናንተ : መልካሞች : ሁሉና ፤
 እነዚያም ፤ ከአዳኞች : አሰልጣ

1 የዕድል ፣ መፈለጊያ ፣ ዕንጨቶች ።
 2 ይህ ፣ የወረደው ፣ በረኃብ ፣ ቀን ፣ ነው።

ኞች : ሽናችሁ : ያስተማራችኋ
 ቸው : (ያደኑት) ፤ ተፈቀደላችሁ ፤
 አላህ ፤ ከአስተማራችሁ : ዕው
 ቀት : ታስተምሩዎቸዋላችሁ ፤
 ለናንተም ፤ ከያዙላችሁ : ነገር :
 ብሉ ፤ በርሱም ፤ ላይ ፤ የአላህን ፤
 ስም ፤ አውሱ ፤ አላህንም ፤ ፍሩ ፤
 አላህ ፤ ምርመራው ፤ ፈጣን ፤
 ነውና ።

5 ዛሬ ፤ መልካሞች ፤ ሁሉ ፤ ለናንተ ፤
 ተፈቀዱ ፤ የነዚያም ፤ መጽሐፍን ፤
 የተሰጡት ፤ ሰዎች ፤ ምግብ ፤
 (ያረዱት) ፤ ለእናንተ ፤ የተፈቀደ ፤
 ነው ፤ ምግባችሁም ፤ ለነሱ ፤ የተ
 ፈቀደ ፤ ነው ፤ ከምእምናት ፤ ጥብ
 ቆቹም ፤ ከነዚያ ፤ ከናንተ ፤
 በፊት ፤ መጽሐፍን ፤ ከተሰጡት ፤
 ሴቶች ፤ ጥብቆቹም ፤ ዘማዊዎ
 ችና ፤ የምስጢር ፤ ወዳጅ ፤ ያገር
 ዎች ፤ ሳትሹኑ ፤ ጥብቆች ፤ ሽና
 ችሁ ፤ መሀሮቻቸውን ፤ በሰጣች
 ኋቸው ፤ ጊዜ ፤ (ልታገዡዎቸው ፤
 የተፈቀዱ ፤ ናቸው) ፤ ከእምነትም ፤
 የሚመለስ ፤ ሰው ፤ በእርግጥ ፤
 ሥራው ፤ ተበላሽ ፤ በመጨረሻም ፤
 ቀን ፤ እርሱ ፤ ከከሳሪዎቹ ፤ ነው ።

6 አላንተ : ያመናችሁ ፤ ሆይ ! ወደ ፤
 ሶላት ፤ በቆማችሁ ፤ (ለመቆም ፤ ባለ
 ባችሁ) ፤ ጊዜ ፤ ፊቶቻችሁን ፤ እጆቻ
 ችሁንም ፤ እስከ ፤ ክርኖች ፤ እጠቡ።
 ራሶቻችሁንም ፤ (በውሃ) ፤ እሰሱ። እግ
 ሮቻችሁንም ፤ እስከ ፤ ቁርጭምጭ
 ሚቶች ፤ (እጠቡ) ፤ (ሴት ፤ ጋር ፤ በመ
 ገናኘት ፤ ወይም ፤ በሌላ ፤ ምክንያት ፤
 ጅናባ) ፤ ብትሹኑ ፤ (ገላችሁን) ፤ ታጠ
 ቡ። በሽተኞች ፤ ወይም ፤ በገዙ ፤ ላይ ፤
 ብትሹኑም ፤ ወይም ፤ ከእናንተ ፤ አን
 ዳችሁ ፤ ከዓይኑ ፤ ምድር ፤ ቢመጣ ፤
 ወይም ፤ ሴቶችን ፤ ብትነካኩና ፤

ውሃን ፤ ባታገኙ ፤ ንጹሕን ፤ የም
 ድር ፤ ገጽ ፤ አስቡ ። ከሱም ፤
 ፊቶቻችሁንና ፤ እጆቻችሁን ፤
 እሰቡ ። አላህ ፤ በእናንተ ፤ ላይ ፤
 ምንም ፤ ችግር ፤ ሊያደርግ ፤ አይ
 ሻም ። ግን ፤ ታመሰግኑ ፤ ዘንድ ፤
 ሊያጠራችሁና ፤ ጸጋውን ፤ በእና
 ንተ ፤ ላይ ፤ ሊሞላ ፤ ይሻል ።

7 በእናንተም ፤ ላይ ፤ (የለገሰውን) ፤
 የአላህን ጸጋ ፤ ያንንም ፤ ሰምተ
 ናል ፤ ታዘናልም ፤ ባላችሁ ፤ ጊዜ ፤
 በርሱ ፤ ያጠቀባችሁን ፤ ቃል ፤
 ኪዳንን ፤ አስታውሱ ። አላህንም ፤
 ፍሩ ፤ አላህ ፤ በደረቶች ፤ ውስጥ ፤
 ያለውን ፤ ሁሉ ፤ ዐዋቂ ፤ ነውና ።

8 አላንተ ፤ ያመናችሁ ፤ ሆይ ! ለአ
 ላህ ፤ ቀጥተኞች ፤ በትክክል ፤ መስ
 ካሪዎች ፤ ሹኑ ። ሕዝቦችንም ፤
 መጥላት ፤ ባለግስተካክል ፤ ላይ ፤
 አይገፋፋችሁ ፤ አስተካክሉ ፤
 እርሱ ፤ (ማስተካክል) ፤ ለአላህ ፤
 ፍራቻ ፤ በጣም ፤ የቀረበ ፤ ነው ።
 አላህንም ፤ ፍሩ ። አላህ ፤ በምትሠ
 ሩት ፤ ሁሉ ፤ ውስጠ ፤ ዐዋቂ ፤
 ነው ።

9 እነዚያንም ፤ ያመኑትንና ፤ በጎ ፤
 ሥራዎችን ፤ የሠሩትን ፤ አላህ ፤
 (ገነትን) ፤ ተስፋ ፤ አደረገላቸው ፤
 ለነርሱ ፤ ምሕረትና ፤ ታላቅ ፤
 ምንም ፤ አላቸው ።

10 እነዚያም ፤ የካዱና ፤ በተለምዶቶ
 ቻችን ፤ ያስተባበሉ ፤ እነዚያ ፤
 የእሳት ፤ ጓዶች ፤ ናቸው ።

11 አላንተ ፤ ያመናችሁ ፤ ሆይ ! ሕዝ
 ቦች ፤ እጆቻቸውን ፤ ወደ ፤ እና
 ንተ ፤ ሊዘረጉ ፤ ባሰቡና ፤ እጆቻቸ
 ውን ፤ ከናንተ ፤ ላይ ፤ በከለከለ
 ላችሁ ፤ ጊዜ ፤ በናንተ ፤ ላይ ፤
 (የሞላላችሁን) ፤ የአላህን ፤ ጸጋ ፤

1 በ3ኛው አንቀጽ ፣ ተገልጿል

አስታውሱ ፤ አላህንም ፣ ፍሩ ፣ ምእምናንም ፣ በአላህ ፣ ላይ ፣ ይመኩ ።

12 አላህም ፣ የእስራኤልን ፣ ልጆች ፣ የጠበቀ ፣ ቃል ፣ ኪዳን ፣ በእርግጥ ፣ ያዘባቸው ። ከነሱም ፣ ዐሥራ ፣ ሁለትን ፣ አለቆች ፣ አስነሣን ፤ አላህም ፣ አላቸው ፤ እኔ ፣ ከናንተ ፣ ጋር ፣ ነኝ ፤ ሰላትን ፣ ብታስተካክሉ ፣ ግዴታ ፣ ምጽዋትንም ፣ ብትሰጡ ፣ በመልክተኞቹም ፣ ብታምኑ ፣ ብትረዱዋቸውም ፣ ለአላህም ፣ መልካም ፣ ብድርን ፣ ብታበድሩ ፣ ኃጢአቶቻችሁን ፣ ከናንተ ፣ በእርግጥ ፣ አብሳሊህ ፤ ከስርቻቸው ፣ ወንዞች ፣ የሚፈሉባቸውን ፣ ገነቶችም ፣ በእርግጥ ፣ አገባችኋለሁ ። ከዚህም ፣ በኋላ ፣ ከናንተ ፣ የካደ ፣ ሰው ፣ ቀጥተኛውን ፣ መንገድ ፣ በእርግጥ ፣ ተሳሳተ ።

13 ቃል ፣ ኪዳናቸውንም ፣ በማፍረሳቸው ፣ ረገምናቸው ፤ ልቦቻቸውንም ፣ ደረቆች ፣ አደረግን ፤ ቃላትን ፣ ከቦታዎቻቸው ይለውጣሉ ። በርሱም ፣ ከታዘዙበት ፣ ነገር ፣ ፈንታን ፣ ተዉ ። ከነሱም ፣ ጥቂቶች ፣ ሲቀሩ ፣ ከነርሱ ፣ የኾነን ፣ ክዳት ፣ የምታውቅባቸው ፣ ከመኾን ፣ አትወገድም ፤ ከነርሱም ፣ ይቅርታ ፣ አድርግ ፤ እለፋቸውም ፤ አላህ ፣ መልካም ፣ ሠሪዎችን ፣ ይወዳልና ።

14 ከነዚያም ፣ እኛ ፣ ክርስቲያኖች ፣ ነን ፣ ካሉት ፣ የጠበቀ ፣ ቃል ፣ ኪዳናቸውን ፣ ያዘን ። በርሱም ፣ ከታዘዙበት ፣ ነገር ፣ ፈንታን ፣ ተዉ ፣ ስለዚህ ፣ እስከ ፣ ትንሣኤ ፣ ቀን ፣ ድረስ ፣ በመካከላቸው ፣ ጠብንና ፣

ጥላቻን ፣ ጣልንባቸው ፤ አላህም ፣ ይሠሩት ፣ የነበሩትን ፣ ሁሉ ፣ በእርግጥ ፣ ይነግራቸዋል ።

15 የመጽሐፉ ፣ ባለ ፣ ቤቶች ፣ ሆይ ፣ ከመጽሐፉ ፣ ትሸሽጉት ፣ ከነበራችሁት ፣ ነገር ፣ ብዙውን ፣ ለእናንተ ፣ የሚገልጽ ፣ ከብዙውም ፣ የሚተው ፣ ሲኾን ፣ መልክተኛችን ፣ (ሙሐመድ) ፣ በእርግጥ ፣ መጣላችሁ ። ከአላህ ፣ ዘንድ ፣ ብርሃንና ፣ ገላጭ ፣ መጽሐፍ ፣ በእርግጥ ፣ መጣላችሁ ።

16 አላህ ፣ ወዴታውን ፣ የተከተሉትን ፣ ሰዎች ፣ የሰላምን ፣ መንገዶች ፣ በርሱ ፣ ይመራቸዋል ። በፈቃዱም ፣ ከጨለማዎች ፣ ወደ ፣ ብርሃን ፣ ያወጣቸዋል ። ወደ ፣ ቀጥተኛም ፣ መንገድ ፣ ይመራቸዋል ።

17 እነዚያ ፣ አላህ ፣ እርሱ ፣ የመርየም ፣ ልጅ ፣ አልመሲሕ ፣ ነው ፣ ያሉ ፣ በእርግጥ ፣ ካዱ ፤ የመርየምን ፣ ልጅ ፣ አልመሲሕን ፣ እናቱንም ፣ በምድር ፣ ያለንም ፣ ሁሉ ፣ ለማጥፋት ፣ ቢሻ ፣ ከአላህ ፣ ማዳንን ፣ የሚችል ፣ ማነው? በላቸው። የሰማያትና ፣ የምድር ፣ የመካከላቸውም ፣ ንግሥና ፣ የአላህ ፣ ብቻ ፣ ነው ፤ የሚሻውን ፣ ይፈጥራል ። አላህም ፣ በነገሩ ፣ ሁሉ ፣ ላይ ፣ ቻይ ፣ ነው ።

18 ይሁዶችና ፣ ክርስቲያኖችም ፣ እኛ ፣ የአላህ ፣ ልጆችና ፣ ወዳጆቹ ፣ ነን ፣ አሉ ። ታዲያ ፣ በኃጢአቶቻችሁ ፣ ለምን ፣ ያሰቃያችኋል? አይደላችሁም ፣ እናንተ ፣ ከፈጠራቸው ፣ ሰዎች ፣ ናችሁ ፣ በላቸው፤ ለሚሻው ፣ ሰው ፣ ይምራል ፤ የሚሻውንም ፣ ሰው ፣ ይቀጣል ፤ የሰማያ

ትና ፣ የምድርም ፣ በመካከላቸውም ፣ ያለው ፣ ሁሉ ፣ ንግሥና ፣ የአላህ ፣ ብቻ ፣ ነው ። መመለሻም ፣ ወደርሱ ፣ ብቻ ፣ ነው ።

19 እላንተ ፣ የመጽሐፉ ፣ ሰዎች ፣ ሆይ ፣ አብሳሪና ፣ አስፈራሪ ፣ አልመጣልንም ፣ እንዳትሉ ፣ ከመልክተኞች ፣ በመቋረጥ ፣ ጊዜ ፣ ላይ ፣ ሲኾን ፣ (ሕጋችንን) ፣ የሚያብራራ ፣ ኾና ፣ መልክተኛችን ፣ በእርግጥ ፣ መጣላችሁ ። አብሳሪና ፣ አስፈራሪም ፣ በእርግጥ ፣ መጣላችሁ ። አላህም ፣ በነገሩ ፣ ሁሉ ፣ ላይ ፣ ቻይ ፣ ነው ።

20 ሙሳም ፣ ለሕዝቦቹ ፣ ባለ ፣ ጊዜ ፣ (አስታውሱ) ፣ —ሕዝቦቹ ፣ ሆይ ፣ የአላህን ፣ ጸጋ ፣ በውስጣችሁ ፣ ነቢያትን ፣ ባደረገና ፣ ነገሥታትም ፣ ባደረጋችሁ ፣ ከዓለማትም ፣ ለአንድም ፣ ያልሰጠውን ፣ ችሮታ ፣ በሰጣችሁ ፣ ጊዜ ፣ በናንተ ፣ ላይ ፣ (ያደረገውን ፣ ጸጋ) ፣ አስታውሱ ።

21 —ሕዝቦቹ ፣ ሆይ ፣ ያችን ፣ አላህ ፣ ለእናንተ ፣ ያደረጋትን ፣ የተቀደሰችውን ፣ መሬት ፣ ግቡ ፤ ወደኋላችሁም ፣ አትመለሱ ፤ ከሳሪዎች ፣ ኾናችሁ ፣ ትመለሳላችሁና ።

22 —ሙሳ ፣ ሆይ ፣ በርስዎ ፣ ውስጥ ፣ ኅያላን ፣ ሕዝቦች ፣ አልሉ ፤ ከርስዎም ፣ እስከሚወጡ ፣ ድረስ ፣ እኛ ፣ ፈጽሞ ፣ አንገባትም ፤ ከርስዎም ፣ ቢወጡ ፣ እኛ ፣ ገቢዎች ፣ ነን ፣ አሉ ።

23 ከእነዚያ ፣ (አላህን) ፣ ከሚፈሩትና ፣ አላህ ፣ በነርሱ ፣ ላይ ፣ ከለገሰላቸው ፣ የኾኑ ፣ ሁለት ፣ ሰዎች ፣ —(1) በነርሱ ፣ (በኅያሎቹ) ፣ ላይ ፣ በሩን ፣ ግቡ ፤ በገባችሁትም ፣

1 የሾና ፣ ካሉ ።

ጊዜ ፣ እናንተ ፣ አሸናፊዎች ፣ ናችሁ ፤ ምእምናንም ፣ እንደ ፣ ኾናችሁ ፣ በአላህ ፣ ላይ ፣ ተመኩ ፣ አሉ ።

24 ሙሳ ፣ ሆይ ፣ በውስጡ ፣ እስካሉ ፣ ድረስ ፣ እኛ ፣ ፈጽሞ ፣ ምን ፣ ጊዜም ፣ አንገባትም ፤ ስለዚህ ፣ ኺድ ፣ አንተና ፣ ጌታህ ፣ ተጋደሉም ፤ እኛ ፣ እዚህ ፣ ተቀማጮች ፣ ነን ፣ አሉ ።

25 —ጌታዬ ፣ ሆይ ፣ እኔ ፣ ራሴንና ፣ ወንድሜን ፣ በቀር ፣ (ላስገድድ) ፣ አልችልም ፣ በእኛና ፣ በአመጣኞቹም ፣ ሕዝቦች ፣ መካከል ፣ ለይ ፣ አለ ።

26 —እርስዎም ፣ (የተቀደሰችው ፣ መሬት) ፣ በእነሱ ፣ ላይ ፣ አርባ ፣ ዓመት ፣ እርም ፣ ናት ፤ በምድረ ፣ በዳ ፣ ይንከራተታሉ ። በአመጣኞችም ፣ ሕዝቦች ፣ ላይ ፣ አትዘን ፣ አለው ።

27 በነሱም ፣ ላይ ፣ የአደምን ፣ ሁለት ፣ ልጆች ፣ ወሬ ፣ ቁርባንን ፣ ባቀረቡና ፣ (አላህ) ፣ ከአንደኛቸው ፣ ተቀብሎ ፣ ከሌላው ፣ ባልተቀበለ ፣ ጊዜ ፣ (የኾነውን) ፣ በውነት ፣ አንብብላቸው ፤ በእርግጥ ፣ እገድልሃለሁ ፣ አለው ፤ (ተገዳዩ) ፣ አላህ ፣ የሚቀበለው ፣ እኮ ፣ ከጥንቁቆቹ ፣ ብቻ ፣ ነው ፣ አለ ።

28 ልትገድለኝ ፣ እጅህን ፣ ወደኔ ፣ ብትዘረጋ ፣ እኔ ፣ ልገድልህ ፣ እጄን ፣ ወዳንተ ፣ የምዘረጋ ፣ አይደለሁም ፤ እኔ ፣ የዓለማትን ፣ ጌታ ፣ አላህን ፣ እፈራለሁና ፣ አለ ።

29 እኔ ፣ በኃጢአቴና ፣ በኃጢአትህ ፣ ልትመለስና ፣ ከአሳት ፣ ጓዶች ፣ ልትኾን ፣ እሻለሁ ፤ ይኸም ፣ የበደለኞች ፣ ቅጣት ፣ ነው ፣ (አለ) ።

30 ነፍሱም ፡ ወንድሙን ፡ መግደልን ፡ ለርሱ ፡ ሸለመችለት ፤ ገደለውም ፤ ከከሳሪዎቹም ፡ ገን ።

31 የወንድሙንም ፡ ሬሳ ፡ እንዴት ፡ እንደሚሸሸግ ፡ ያሳየው ፡ ዘንድ ፡ አላህ ፤ መራትን ፡ የሚጭር ፡ ቁራን ፡ ላከለት ፤ ወይ ፡ እኔ ፡ የወንድሜን ፡ ሬሳ ፡ እሸሸግ ፡ ዘንድ ፡ እንደዚህ ፡ ቁራ ፡ ብጤ ፡ መሆን ፡ አቃተኝን ፡ አለ ፤ ከጸጸተኞቹም ፡ ገን ።

32 በዚህ ፡ ምክንያት ፡ በአስራኤል ፡ ልጆች ፡ ላይ ፡ እነሆ ያለ ፡ ነፍስ ፡ (መግደል) ፡ ወይም ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ ያለማጥፋት ፡ ነፍስን ፡ የገደለ ፡ ሰው ፡ ሰዎቹን ፡ ሁሉ ፡ እንደገደለ ፡ ነው ፤ ሕያው ፡ ያደረጋትም ፡ ሰው ፡ ሰዎቹን ፡ ሁሉ ፡ ሕያው ፡ እንዳደረገ ፡ ነው ፡ ማለትን ፡ ጸፍን ፤ መልክተኞቻችንም ፡ በግልጽ ፡ ተአምራት ፡ በእርግጥ ፡ መጡዋቸው ፤ ከዚያም ፡ ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ከነሱ ፡ ብዙዎቹ ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ ወሰንን ፡ አላፈዎች ፡ ናቸው ።

33 የነዚያ ፡ አላህንና ፡ መልክተኛውን ፡ የሚዋጉ ፡ በምድርም ፡ ላይ ፡ ለማጥፋት ፡ የሚተጉ ፡ ሰዎች ፡ ቅጣት ፡ (1) መገደል ፡ ወይም ፡ (2) መሰቀል ፡ ወይም ፡ (3) እጆቻቸውንና ፡ እግሮቻቸውን ፡ በማፈራረቅ ፡ (4) መቆረጥ ፡ ወይም ፡ (5)

1 ነፍስ ፡ የገደሉ ፡ እንደ ፡ ገን ።
2 ነፍስ ፡ ገደለው ፡ ገንዘብም ፡ ቀምተው ፡ እንደ ፡ ገን ።
3 ገንዘብ ፡ ብቻ ፡ ወሰደው ፡ እንደ ፡ ገን ።
4 ቀኝ ፡ እጅንና ፡ ግራ ፡ እግርን ።
5 ነፍስም ፡ ላይገደሉ ፡ ገንዘብም ፡ ላይወሰዱ ፡ አስፈራርተው ፡ እንደ ፡ ገን ።

ከአገር ፡ መባረር ፡ (1) ነው ። ይህ ፡ ለነሱ ፡ በቅርቢ ፡ ተገለጸ ፡ ውርደት ፡ ነው ፤ በመጨረሻይ ቱም ፡ ለነርሱ ፡ ከባድ ፡ ቅጣት ፡ አላቸው ።

34 እነዚያ ፡ በነርሱ ፡ ላይ ፡ ከመቻላችሁ ፡ በፊት ፡ የተጸጸቱ ፡ ሲቀሩ ፤ አላህም ፡ መሓሪ ፡ አዛኝ ፡ መሆኑን ፡ ዕውቁ ።

35 እላንተ ፡ ያመናችሁ ፡ ሆይ ፤ አላህን ፡ ፍሩ ፤ ወደርሱም ፡ መቃረቢያን ፡ (መልካም ፡ ሥራን) ፡ ፈልጉ ፤ ትድኑ ፡ ዘንድም ፡ በርሱ ፡ መንገድ ፡ ታገሉ ።

36 እነዚያ ፡ የካዱት ፡ ሰዎች ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ ያለው ፡ ሁሉ ፡ ከርሱም ፡ ጋር ፡ ብጤው ፡ ከትንግሌ ፡ ቀን ፡ ቅጣት ፡ በርሱ ፡ ሊበገዙበት ፡ ለነርሱ ፡ በኖራቸው ፡ ኖሮ ፡ ከነሱ ፡ ተቀባይን ፡ ባላገኙ ፡ ነበር ፤ ለነሱም ፡ አሳማሚ ፡ ቅጣት ፡ አላቸው ።

37 ከእሳት ፡ ሊወጡ ፡ ይፈልጋሉ ፤ እነርሱም ፡ ከርስዋ ፡ ወጪዎች ፡ አይደሉም ፤ ለነርሱም ፡ ዘውታሪ ፡ ቅጣት ፡ አላቸው ።

38 ሰራቂውንና ፡ ሰራቂይቱንም ፡ በሠሩት ፡ ነገር ፡ ለቅጣት ፡ ከአላህ ፡ የሆነን ፡ መቀጣጫ ፡ እጆቻቸውን ፡ ቁረጡ ፤ አላህም ፡ አሸናፊ ፡ ጥበበኛ ፡ ነው ።

39 ከመበደሉም ፡ በኋላ ፡ የተጸጸተና ፡ ሥራውን ፡ ያሳመረ ፡ አላህ ፡ ጸጸቱን ፡ ከርሱ ፡ ይቀበለዋል ፤ አላህ ፡ መሓሪ ፡ አዛኝ ፡ ነውና ።

40 የሰማያትና ፡ የምድር ፡ ንግሥና ፡ የሱ ፡ -የአላህ- ብቻ ፡ መሆኑን ፡

1 ወይም ፡ መታሰር ።

አላወቅከምን? የሚሻውን ፡ ሰው ፡ ይቀጣል ፤ ለሚሻውም ፡ ሰው ፡ ይምራል ፤ አላህም ፡ በነገሩ ፡ ሁሉ ፡ ላይ ፡ ቻይ ፡ ነው ።

41 አንተ ፡ መልክተኛ ፡ ሆይ ፡ እነዚያ ፡ በከሕደት ፡ የሚቻሉት ፡ ከነዚያ ፡ ልቦቻቸው ፡ ያላመኑ ፡ ሲሆኑ ፡ በአርቻቸው ፡ አመንን ፡ ካሉትና ፡ ከነዚያም ፡ አይሁድ ፡ ከሆኑት ፡ ሲሆኑ ፡ አያሳዝኑህ ፤ (እነርሱ) ፡ ውሸትን ፡ አዳማሮች ፡ ናቸው ፤ ለሌሎች ፡ ወዳንተ ፡ ላልመጡ ፡ ሕዝቦች ፡ አዳማሮች ፡ ናቸው ፡ ንግግሮችን ፡ ከበታቸው ፡ ሌላ ፡ ያጣምማሉ ፤ ይህንን ፡ ንን ፡ (የተጣመመውን) ፡ ብትስሰጡ ፡ ያዙት ፤ ባትስሰጡትም ፡ ተጠንቀቁ ፡ ይላሉ ። አላህም ፡ መፈተኑን ፡ የሚሻበትን ፡ ሰው ፡ ለርሱ ፡ ከአላህ ፡ (ለመከላከል) ፡ ምንንም ፡ አትሻልም ። እነዚህ ፡ እነዚያ ፡ አላህ ፡ ልቦቻቸውን ፡ ማጥራትን ፡ ያልሻላቸው ፡ ናቸው ፤ ለነርሱ ፡ በቅርቢ ፡ ተገለጸ ፡ ውርደት ፡ አላቸው ፤ ለነርሱም ፡ በመጨረሻይ ፡ ተገለጸ ፡ ከባድ ፡ ቅጣት ፡ አላቸው ።

42 ውሸትን ፡ አዳማሮች ፡ እርምን ፡ በላተኞች ፡ ናቸው ፤ በመጡህም ፡ በመካከላቸው ፡ ፍረድ ፤ ወይም ፡ ተዋቸው ፤ ብትተዋቸውም ፡ ምንም ፡ አይጉዱህም ፤ ብትፈርድም ፡ በመካከላቸው ፡ በትክክል ፡ ፍረድ ፤ አላህ ፡ በትክክል ፡ ፈራጆችን ፡ ይወዳልና ።

43 እነርሱም ፡ ዘንድ ፡ ተውራት ፡ እያሉች ፡ በውስጧ ፡ የአላህ ፡ ፍርድ ያለባት ፡ ስትሆን ፡ እንዴት ፡ ያስፈርዳሃል ፤ ከዚያም ፡ ከዚህ ፡

በኋላ ፡ እንዴት ፡ ይሸሻሉ ፤ እነዚያም ፡ በፍጹም ፡ ምእምናን ፡ አይደሉም ።

44 እኛ ፡ ተውራትን ፡ በውስጥዎ ፡ መምሪያና ፡ ብርሃን ፡ ያለባት ፡ ስትሆን ፡ አወረድን ፤ እነዚያ ፡ ትእዛዝን ፡ የተቀበሉት ፡ ነበሩት ፡ በነዚያ ፡ ይሁዳውያን ፡ በሆኑት ፡ ላይ ፡ በርሷ ፡ ይፈርዳሉ ፤ ሊቃውንቱና ፡ ዐዋቂዎቹም ፡ ከአላህ ፡ መጽሐፍ ፡ እንዲጠብቁ ፡ በተደረጉትና ፡ በርሱም ፡ ላይ ፡ መስካሪዎች ፡ በሆኑት ፡ (ይፈርዳሉ) ፤ ሰዎችንም ፡ አትፍሩ ፤ ፍሩኝም ፤ በአንቀጾቹም ፡ እነስተኞን ፡ ዋጋ ፡ አትለውጡ ፤ አላህም ፡ ባወረደው ፡ ነገር ፡ ያልፈረደ ፡ ሰው ፡ እነዚያ ፡ ከሐዲዎቹ ፡ እነርሱ ፡ ናቸው ።

45 በነርሱም ፡ ላይ ፡ በውስጧ ፡ ነፍስ ፡ በነፍስ ፡ ዓይንም ፡ በዓይን ፡ አፍንጫም ፡ በአፍንጫ ፡ ጆሮም ፡ በጆሮ ፡ ጥርስም ፡ በጥርስ ፡ (ይያዛል) ፡ ቁስሎችንም ፡ ማመሳሰል ፡ አለባቸው ፡ ማለትን ፡ ጸፍን ፤ በርሱም ፡ የመጸወተ ፡ (የማረ) ፡ ሰው ፡ እርሱ ፡ ለርሱ ፡ (ለሠራው ፡ ኃጢአት) ፡ ማስተሰሪያ ፡ ነው ፤ አላህም ፡ ባወረደው ፡ ነገር ፡ የማይፈርድ ፡ ሰው ፤ እነዚያ ፡ በደለኞቹ ፡ እነርሱ ፡ ናቸው ።

46 በፈለገቻቸውም ፡ (በነቢያቶቹ ፡ ፈለግ) ፡ ላይ ፡ የመርየምን ፡ ልጅ ፡ ዒሳን ፡ ከተውራት ፡ በስተፊቱ ፡ ያለውን ፡ አረጋጋጭ ፡ ሲሆን ፡ አስከተልን ፤ ኢንጂልንም ፡ በውስጡ ፡ ቀጥታና ፡ ብርሃን ፡ ያለበት ፡ በስተፊቱ ፡ ያለችውን ፡ ተውራትንም ፡ የሚያረጋግጥ ፡

ለጥንቁቆችም ፡ መሪና ፡ ገሣጭ ፡ ሲኾን ፡ ሰጠነው ።

47 የኢንጅልም ፡ ባለቤቶች ፡ በውስጡ ፡ አላህ ፡ ባወረደው ፡ ሕግ ፡ ይፍረዱ ፤ አላህም ፡ ባወረደው ፡ የማይፈርድ ፡ ሰው ፡ እነዚያ ፡ አመጠኞች ፡ እነርሱ ፡ ናቸው ።

48 ወደ ፡ አንተም ፡ መጽሐፉን ፡ ከበፊቱ ፡ ያለውን ፡ መጽሐፍ ፡ አረጋጋጭና ፡ በርሱ ፡ ላይ ፡ ተጠባባቂ ፡ ሲኾን ፡ በውነት ፡ አወረድን ፤ በመካከላቸውም ፡ አላህ ፡ ባወረደው ፡ ሕግ ፡ ፍረድ ፤ እውነትም ፡ ከመጣልህ ፡ በኋላ ፡ ዝንባሌዎቻቸውን ፡ አትከተል ። ከናንተ ፡ ለሁሉም ፡ ሕግንና ፡ መንገድን ፡ አደረግን ፤ አላህም ፡ በሻ ፡ ኖሮ ፡ አንድ ፡ ሕዝብ ፡ ባደረጋችሁ ፡ ነበር ፤ ግን ፡ በሰጣችሁ ፡ ሕግጋት ፡ ሊሞክሩችሁ ፡ (ለያያችሁ) ፤ በኃ ፡ ሥራዎችንም ፡ (ለመሥራት) ፡ ተሸቀዳደሙ ፤ መመለሻችሁ ፡ በጠቅላላ ፡ ወደ ፡ አላህ ፡ ነው ፤ በርሱም ፡ ትለያዩበት ፡ የነበሩችሁትን ፡ ነገር ፡ ይነግራችኋል ።

49 በመካከላቸውም ፡ አላህ ፡ ባወረደው ፡ ሕግ ፡ ፍረድ ፤ ፍላጎቶቻቸውንም ፡ አትከተል ፤ አላህም ፡ ወደ ፡ አንተ ፡ ካወረደው ፡ ከከፊሉ ፡ እንዳያሳስቱህ ፡ ተጠንቀቃቸው ፡ (ማለትን ፡ አወረድን) ፤ ቢዞሩም ፡ አላህ ፡ የሚሻው ፡ በከፊሉ ፡ ኃጢአታቸው ፡ ሊቀጣቸው ፡ መኾኑን ፡ ዕውቅ ፤ ከሰዎቹም ፡ ብዙዎቹ ፡ አመጠኞች ፡ ናቸው ።

50 የማይምንነትን ፡ ፍርድ ፡ ይፈልጋሉን? ለሚያረጋግጡም ፡ ሰዎች፡

ከአላህ ፡ ይበልጥ ፡ ፍርዱ ፡ ያማረ ፡ ማን ፡ ነው?

51 እላንተ ፡ ያመናችሁ ፡ ሆይ! ይሁዶችንና ፡ ክርስቲያኖችን ፡ ረዳቶች ፡ አድርጋችሁ ፡ አትያዙ ፤ ከፈላቸው ፡ ለከፊሉ ፡ ረዳቶች ፡ ናቸው ፤ ከናንተም ፡ ውስጥ ፡ ረዳቶች ፡ የሚያደርጋቸው ፡ ሰው ፡ እርሱ ፡ ከነርሱ ፡ ነው ፤ አላህ ፡ አመጠኞችን ፡ ሕዝቦች ፡ አያቀናም ።

52 እነዚያንም ፡ በልቦቻቸው ፡ ውስጥ ፡ (የንፍቅና) ፡ በሽታ ፡ ያለባቸውን ፡ ሰዎች ፡ የጊዜ ፡ መለዋወጥ ፡ እንዳያገኘን ፡ እንፈራለን ፡ የሚሉ ፡ ሲኾኑ ፡ በነርሱ ፡ (ለመረዳት) ፡ ሲቻሉ ፡ ታያቸዋለህ ፤ አላህም ፡ ድል ፡ መንሳትን ፡ ወይም ፡ ክርሱ ፡ ዘንድ ፡ የኾነን ፡ ነገር ፡ (ማጋለጥን) ፡ ሊያመጣ ፡ በነፍሶቻቸው ፡ ውስጥ ፡ በደበቁትም ፡ ነገር ፡ ተጸጸቸች ፡ ሊኾኑ ፡ ተረጋገጠ ።

53 እነዚያም ፡ ያመኑት ፡ ሰዎች ፡— እነዚያ ፡ እነርሱ ፡ ከናንተ ፡ ጋር ፡ ነን ፡ ብለው ፡ የጠነከረ ፡ መሐላቸውን ፡ በአላህ ፡ የማሉት ፡ እነዚህ ፡ ናቸውን? ይላሉ ፤ ሥራዎቻቸው ፡ ተበላሹ ፤ ከሳሪዎችም ፡ ኾኑ ።

54 እላንተ ፡ ያመናችሁ ፡ ሆይ! ከናንተ ፡ ውስጥ ፡ ከሃይማኖቱ ፡ የሚመለስ ፡ ሰው ፡ አላህ ፡ (በነርሱ ፡ ስፍራ) ፡ የሚወዳቸውንና ፡ የሚወዱትን ፡ በምእምናን ፡ ላይ ፡ ትሑቶች ፡ በከሓዲዎች ፡ ላይ ፡ ኅያላን ፡ የኾኑን ፡ በአላህ ፡ መንገድ ፡ የሚታገሉን ፡ የወቃሽን ፡ ወቀሳ ፡ የማይፈሩን ፡ ሕዝቦች ፡

በእርግጥ ፡ ያመጣል ፤ ይኸ ፡ የአላህ ፡ ችሮታ ፡ ነው ፤ ለሚሻው ፡ ሰው ፡ ይሰጠዋል ፤ አላህም ፡ ችሮታው ፡ ሰፊ ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ።

55 ረዳታችሁ ፡ አላህና ፡ መልክተኛው ፡ እነዚያም ፡ ያመኑት ፡ ብቻ ፡ ናቸው ፤ (እነርሱ) ፡ እነዚያ ፡ ሶላትን ፡ በደንቡ ፡ የሚሰግዱ ፡ እነርሱም ፡ ያጎንበሱ ፡ ኾነው ፡ ምጽዋትን ፡ የሚሰጡ ፡ ናቸው ።

56 አላህንና ፡ መልክተኛውን ፡ እነዚያንም ፡ ያመኑትን ፡ የሚወዳጅ ፡ ሰው ፡ (ከአላህ ፡ ጭፍሮች ፡ ይኾናል) ፤ የአላህም ፡ ጭፍሮች ፡ እነርሱ ፡ አሸናፊዎች ፡ ናቸው ።

57 እላንተ ፡ ያመናችሁ ፡ ሆይ! ከነዚያ ፡ ከበፊታችሁ ፡ መጽሐፍን ፡ ከተሰጡት ፡ እነዚያን ፡ ሃይማኖታችሁን ፡ ማላገጫና ፡ መጫወቻ ፡ አድርገው ፡ የያዙትን ፡ ከሓዲዎችንም ፡ ረዳቶች ፡ አድርጋችሁ ፡ አትያዙ ፤ ምእምናንም ፡ እንደ ፡ ኾናችሁ ፡ አላህን ፡ ፍሩ ።

58 ወደ ፡ ሶላትም ፡ በጠራችሁ ፡ ጊዜ ፡ (ጥሪይቱን) ፡ መሳለቂያና ፡ መጫወቻ ፡ አድርገው ፡ ይይዟታል ፤ ይኸ ፡ እነርሱ ፡ የማያውቁ ፡ ሕዝቦች ፡ በመኾናቸው ፡ ነው ።

59 —የመጽሐፉ ፡ ባለቤቶች ፡ ሆይ! በአላህና ፡ ወደኛ ፡ በተወረደው ፡ በፈትም ፡ በተወረደው ፡ ለማመናችን ፡ አብዛኞቻችሁም ፡ አመጠኞች ፡ ለመኾናችሁ ፡ እንጅ ፡ (ሌላን ፡ ነገር) ፡ ከኛ ፡ ትጠላላችሁን? በላቸው ።

60 —አላህ ፡ ዘንድ ፡ ቅጣቱ ፡ ከዚህ ፡ የከፋን ፡ ነገር ፡ ልንገራችሁን?

በላቸው ፡ (እርሱም) ፡ አላህ ፡ የረገመው ፡ ሰው ፡ በርሱም ፡ ላይ ፡ የተቆጣበት ፡ ከነርሱም ፡ ዝንጀሮዎችንና ፡ ከክርክሮችን ፡ ያደረገው ፡ ጣዖትንም ፡ የተገዛ ፡ ሰው ፡ (ሃይማኖት) ፡ ነው ፤ እነዚያ ፡ በጣም ፡ በከፋ ፡ ስፍራ ፡ ናቸው ፡ ከቀጥተኛውም ፡ መንገድ ፡ በጣም የተሳሳቱ ፡ ናቸው ።

61 በመጠዋችሁም ፡ ጊዜ ፡ (ወደናንተ) ፡ ከከሕደት ፡ ጋር ፡ በእርግጥ ፡ የገቡ ፡ እነርሱም ፡ ከርሱ ፡ ጋር ፡ በእርግጥ ፡ የወጡ ፡ ሲኾኑ ፡ አምነናል ፡ ይላሉ ፤ አላህም ፡ ይደብቁት ፡ የነበሩትን ፡ ነገር ፡ በጣም ዐዋቂ ፡ ነው ።

62 ከነርሱም ፡ ብዙዎቹን ፡ በኃጢአትና ፡ በበደል ፡ እርምጃም ፡ በመብላታቸው ፡ የሚጣደፉ ፡ ሲኾኑ ፡ ታያለህ ፤ ይሠሩት ፡ የነበሩት ፡ ነገር ፡ በጣም ፡ ከፋ!

63 ቀላውሶቱና ፡ ሊቃውንቱ ፡ ከኃጢአት ፡ ንግግራቸውና ፡ እርምጃ ፡ ከመብላታቸው ፡ አይከለክሏቸውም ፡ ኖርአልን? ይሠሩት ፡ የነበሩት ፡ ነገር ፡ በጣም ፡ ከፋ!

64 ይሁዶችም ፡ የአላህ ፡ እጅ ፡ የታሰረች ፡ ናት ፡ አሉ ፤ እጆቻቸው ፡ ይታሰሩ ፡ ባሉትም ፡ ነገር ፡ ይረገሙ ፤ አይደለም ፡ እጆቹ ፡ የተዘረጉ ፡ ናቸው ፤ እንደሚሻ ፡ ይለግሳል ፤ ከኔታህም ፡ ወደ ፡ አንተ ፡ የተወረደው ፡ (ቁርአን) ፡ ከነሱ ፡ ብዙዎቹን ፡ ትዕቢትንና ፡ ከሕደትን ፡ በእርግጥ ፡ ይጨምራቸዋል ፤ በመካከላቸውም ፡ ጠብንና ፡ ጥላቻን ፡ እስከ ፡ ትንሣኤ ፡ ቀን ፡ ድረስ ፡ ጣልን ፤ ለጦር ፡ እሳትን ፡ ባያያዙ ፡ (ባጫሩ) ፡

ቅጥር : አላህ : ያጠፋታል ፤ በምድርም : ውስጥ : ለማበላሸት : ይደግሉ ፤ አላህም : አበላሽዎችን : አይወድም ።

65 የመጽሐፉም : ባለቤቶች : ባመኑና : (ከክሕደትም) : በተጠነቀቁ : ኖሮ : ከእነሱ : ኃጢአቶቻቸውን : በእርግጥ : ባበሰንና : የመጠቀሚያ : ገነቶችንም : በእርግጥ : ባገባናቸው : ነበር ።

66 እነሱም : ተውራትንና : ኢንጂልን : ከጌታቸውም : ወደነሱ : የተወረደውን : መጽሐፍ : ባቋቋሙ : (በሠሩበት) : ኖሮ : ከበላያቸውና : ከእግሮቻቸው : ስር : በተመገቡ : ነበር ፤ ከነሱ : ውስጥ : ትክክለኛች : ሕዝቦች : አልሉ ፤ ከነሱም : ብዙዎቹ : የሚሠሩት : ነገር : ከፋ ፤

67 አንተ : መልክተኛ : ሆይ ! ከጌታህ : ወዳንተ : የተወረደውን : አድርስ ፤ ባትሠራም : (1) መልክቱን : አላደረስክም : አላህም : ከሰዎች : ይጠብቅሃል : አላህ : ከሐዲዎችን : ሕዝቦች : አያቀናምና።

68 —እላንተ : የመጽሐፉ : ባለቤቶች : ሆይ ! ተውራትንና : ኢንጂልን : ከጌታችሁም : ወደናንተ : የተወረደውን : እስከምታቆሙ : (እስከምትሠሩባቸው) : ድረስ : በምንም : ላይ : አይደላችሁም : በላቸው ፤ ከጌታህም : ወደ : አንተ የተወረደው : ቁርአን : ከነሱ : ብዙዎቹን : ትዕቢትንና : ክሕደትን : በእርግጥ : ይጨምርባቸዋል ፤ በከሐዲያን : ሕዝቦችም : ላይ : አትዘን ።

1 ጥቂትንም : ብታስቀር ።

69 እነዚያ : ያመኑና : እነዚያም : ይሁዳውያን : የኾኑ : ሳቢያና ችም : ክርስቲያናችም : (ከነርሱ) : በአላህና : በመጨረሻው : ቀን : ያመኑና : መልካምን : ሥራ : የሠራ : ሰው : በነርሱ : ላይ : ፍርሃት : የለባቸውም ፤ እነርሱም : አያዝኑም ።

70 የእስራኤልን : ልጆች : የጠበቀ : ቃል : ኪዳን : በእርግጥ : ያዝንባቸው ፤ ወደነሱም : መልክተኞችን : ላክን ፤ ነፍሶቻቸው : በማትወደው : ነገር : መልክተኛ : በመጣቸው : ቅጥር : ከፊሉን : አስተባበሉ ፤ ከፊሉንም : ይገድላሉ ።

71 ፈተናም : አለመኖርዋን : ጠረጠሩ ፤ ታወሩም ፤ ደንቆሩም ፤ ከዚያም : አላህ : ከነርሱ : ላይ : ጸጸትን : ተቀበለ ፤ ከዚያም : ከነሱ : ብዙዎቹ : ታወሩ ፤ ደንቆሩም ፤ አላህም : የሚሠሩትን : ሁሉ : ተመልካች : ነው ።

72 እነዚያ : አላህ : እርሱ : የመርየም : ልጅ : አልመሲሕ : ነው : ያሉ : በእርግጥ : ካዱ ፤ አልመሲሕም : አለ — የእስራኤል : ልጆች : ሆይ ! ጌታዬንና : ጌታችሁን : አላህን : ተገዙ ፤ እነሆ ! በአላህ : የሚያጋራ : ሰው : አላህ : በርሱ : ላይ : ገነትን : በእርግጥ : እርም : አደረገ ፤ መኖሪያውም : እሳት : ናት ፤ ለበዳዮችም : ምንም ረዳቶች : የሏቸውም ።

73 እነዚያ : አላህ : የሦስት : ሦስተኛ : ነው : (1) ያሉ : በእርግጥ : ካዱ ፤ ከእምላክም : አንድ : እምላክ : እንጅ : ሌላ : የለም ፤ ከሚ

1 ከሦስት : አማልክት : አንዱ : ነው : ያሉ። (በሥላሴ : የሚያምኑ)።

ሉትም : ነገር : ባይከለከሉ : ከነሱ : እነዚያን : የካዱትን : አላማሚ : ቅጣት : በእርግጥ : ይነካቸዋል ።

74 ወደ : አላህ : አይመለሱምና : ምሕረትን : አይለምኑትምን ? አላህም : መሓሪ : አላሻ : ነው ።

75 የመርየም : ልጅ : አልመሲሕ : ከበፊቱ : መልክተኞች : በእርግጥ : ያለፉ : የኾኑ : መልክተኛ : እንጅ : ሌላ : አይደለም ፤ እናቱም : በጣም : እውነተኛ : ናት ፤ (ሁሉም) : ምግብን : የሚበሉ : ነበሩ ፤ አንቀጾችን : ለነርሱ : (ለከሐዲዎች) : እንዴት : እንደምናብራራ : ተመልክት ፤ ከዚያም : (ከውነት) : እንዴት : እንደሚመለሱ : ተመልክት ።

76 ከአላህ : ሌላ : ለናንተ : መጉዳትንና : መጥቀምን : የማይችልን : ትገነዛላችሁን ? በላቸው ፤ አላህም : እርሱ : ሰሚው : ዐዋቂው : ነው ።

77 —እላንተ : የመጽሐፉ : ባለቤቶች : ሆይ ! በሃይማኖታችሁ : ከውነት : ሌላ : የኾኑን : (ማለፍ) : ወሰንን : አትለፉ ፤ በፊትም : በእርግጥ : የተሳሳቱትንና : ብዙዎችን : ያላሳቱትን : ከቀጥተኛው : መንገድም : (አሁን) : የተሳሳቱን : ሕዝቦች : ከንቱ : ዝንባሌዎች : አትከተሉ : በላቸው ።

78 ከእስራኤል : ልጆች : እነዚያ : የካዱት : በግድድና : በመርየም : ልጅ : በዲሳ : ምላስ : ተረገሙ ፤ ይኸ : ትእዛዝን : በመጣሳቸውና : ወሰንን : የሚያልፉ : በመኾናቸው : ነው ።

79 ከሠሩት : መጥፎ : ነገር : አይከላከሉም : (1) ነበር ፤ ይሠሩት : የነበሩት : ነገር : በእርግጥ : ከፋ ፤

80 ከነሱ : ብዙዎቹን : እነዚያን : የካዱትን : ሲወዳጁ : ታያለህ ፤ በነሱ : ላይ : አላህ : የተቆጣባቸው : በመኾኑ : ለነርሱ : ነፍሶቻቸው : ያስቀደሙት : ሥራ : በጣም : ከፋ ፤ እነሱም : በቅጣት : ውስጥ : ዘውታሪዎች : ናቸው ።

81 በአላህና : በነቢዩ : ወደርሱም : በተወረደው : ቁርአን : የሚያምኑ : በኾኑ : ኖሮ : ወዳጆች : አድርገው : ባልያዙዎቸው : ነበር ፤ ግን : ከነርሱ : ብዙዎቹ : አመጣኞች : ናቸው ።

82 ይሁዶችንና : እነዚያን : ያጋሩትን : ለነዚያ : ለአመኑት : በጠላትነት : ከሰዎች : ሁሉ : ይበልጥ : የበረቱ : ኾነው : በእርግጥ : ታገኛለህ ፤ እነዚያንም : እኛ : ክርስቲያናች : ነን : ያሉትን : ለነዚያ : ለአመኑት : በወዳጅነት : በእርግጥ : ይበልጥ : የቀረቧቸው : ኾነው : ታገኛለህ ፤ ይህ : ከነሱ : ውስጥ : ቀሳውስትና : መነኮሳት : በመኖራቸውና : እነሱም : የማይኮሩ : በመኾናቸው : ነው ። (2)



83 ወደ : መልክተኛውም : የተወረደውን : (ቁርአን) : በሰሙ : ጊዜ : እውነቱን : ከማወቃቸው : የተነሳ : ዓይኖቻቸው : እንባን : ሲያፈሱ : ታያለህ ፤ ጌታችን : ሆይ ! እመ

1 አንዱ : አንዱን : አይከለከልም ፤ አይነቃቀፍም ።
2 ይህ : ስለ : ኢትዮጵያ : ነጋሚ : ልዑካን : የተነገረ : ነው : ይባላል ።

- ንን ። ከመስከረዎቹም ፡ ጋር ፡ ጸፈን ፡ ይላሉ ።
- 84 በአላህና ፡ ከውነትም ፡ በመጣ ልን ፡ ነገር ፡ የማናምን ፡ ጌታችንም ፡ ከመልካም ፡ ሰዎች ፡ ጋር ፡ ሊያስገባን ፡ የማንከጅል ፡ ለኛ ፡ ምን ፡ አለን ፡ (ይላሉ) ።
- 85 ባሉትም ፡ ምክንያት ፡ አላህ ፡ በስርቻቸው ፡ ወንዞች ፡ የሚፈሱባቸውን ፡ ገነቶች ፡ በውስጣቸው ፡ ዘውታሪዎች ፡ ሲኾኑ ፡ መነዳቸው ፤ ይህም ፡ የበጎ ፡ ሠሪዎች ፡ ዋጋ ፡ ነው ።
- 86 እነዚያም ፡ የካዱና ፡ በአንቀጾቻችን ፡ ያስተባበሉ ፡ እነዚያ ፡ የእሳት ፡ ጓዶች ፡ ናቸው ።
- 87 እላንተ ፡ ያመናችሁ ፡ ሆይ ! አላህ ፡ ለናንተ ፡ የፈቀደላችሁን ፡ ጣፋጮች ፡ እርም ፡ አታድርጉ ፤ ወሰንንም ፡ አትለፉ ፤ አላህ ፡ ወሰን ፡ አላፈዎችን ፡ አይወድምና ።
- 88 አላህም ፡ ከሰጣችሁ ፡ ሲሳይ ፡ የተፈቀደ ፡ ጣፋጭ ፡ ሲኾን ፡ ብሉ ፤ ያንንም ፡ እናንተ ፡ በርሱ ፡ አማኞች ፡ የኾናችሁበትን ፡ አላህን ፡ ፍሩ ።
- 89 አላህ ፡ በመሐላዎቻችሁ ፡ በውድቁ ፡ አይዛችሁም ፤ ግን ፡ መሐላዎችን ፡ ባሰባችሁት ፡ ይይዛችኋል ፤ ማስተስረያውም ፡ (ባፈረሰችሁት ፡ ጊዜ) ፡ ቤተሰቦቻችሁን ፡ ከምትመግቡት ፡ ከመካከለኛው ፡ (ምግብ) ፡ ዐሥርን ፡ ምስኪኖች ፡ ማብላት ፡ ወይም ፡ እነሱን ፡ ማልበስ ፡ ወይም ፡ ጫንቃን ፡ ነጸ ፡ ማውጣት ፡ ነው ፤ (ከተባሉት ፡ አንዱን) ፡ ያላገኘም ፡ ሰው ፡ ሦስት ፡ ቀኖችን ፡ መጸም ፡ ነው ።

- ይህ ፡ በማላችሁ ፡ ጊዜ ፡ የመሐሉቻችሁ ፡ ማስተስረያ ፡ ነው ፤ መሐሉቻችሁንም ፡ ጠብቁ ፤ እንደዚሁ ፡ አላህ ፡ ለናንተ ፡ አንቀጾችን ፡ ያብራራል ፤ እናንተ ፡ ልታመሰግኑ ፡ ይከጀላልና ።
- 90 እላንተ ፡ ያመናችሁ ፡ ሆይ ! የሚያሰክር ፡ መጠጥ ፡ ቁማርም ፡ ጣዖታትም ፡ አዝላምም ፡ (1) ከሰይጣን ፡ ሥራ ፡ የኾኑ ፡ እርኩስ ፡ ብቻ ፡ ናቸው ፤ (እርኩስን) ፡ ራቁትም ፡ ልትድኑ ፡ ይከጀላልና ።
- 91 ሰይጣን ፡ የሚፈልገው ፡ በሚያሰክር ፡ መጠጥና ፡ በቁማር ፡ በመካከላችሁ ፡ ጠብንና ፡ ጥላቻን ፡ ሊጥል ፡ አላህን ፡ ከማውሳትና ፡ ከስጋደትም ፡ ሊያግዳችሁ ፡ ብቻ ፡ ነው ፡ ታዲያ ፡ እናንተ ፡ (ከነዚህ) ፡ ተከልካዮች ፡ ናችሁን ? (ተከልከሉ) ።
- 92 አላህንም ፡ ተገዙ ፤ መልክተኛውንም ፡ ታዘዙ ፤ ተጠንቀቁም ፤ ብትሸሹም ፡ በመልክተኞችን ፡ ላይ ፡ ያለበት ፡ ግልጽ ፡ ማድረስ ፡ ብቻ ፡ መኾኑን ፡ ዕውቁ ።
- 93 በነዚያ ፡ ባመኑትና ፡ በጎ ፡ ሥራዎችን ፡ በሠሩት ፡ ላይ ፡ (ክሕደትን) ፡ በተጠነቀቁና ፡ ባመኑ ፡ መልካም ፡ ሥራዎችንም ፡ በሠሩ ፡ ከዚያም ፡ (የሚያሰክርንና ፡ ቁማርን) ፡ በተጠነቀቁና ፡ ባመኑ ፡ ከዚያም ፡ (ከተከልከለው ፡ ሁሉ) ፡ በተጠነቀቁና ፡ (ሥራን) ፡ ባሳመሩ ፡ ጊዜ ፡ (ከመከልከሉ ፡ በፊት) ፡ በተመገቡት ፡ ነገር ፡ ኃጢአት ፡ የለባቸውም ፤ አላህም ፡ በጎ ፡ ሠሪዎችን ፡ ይወዳል ።

1 የመጠንቆያ ፡ ዕንጨቶች ።

- 94 እላንተ ፡ ያመናችሁ ፡ ሆይ ! (በሐጅ ፡ ጊዜ) ፡ እጆቻችሁና ፡ ጦርቻችሁ ፡ በሚያገኙት ፡ ታዳኝ ፡ አውራ ፡ አላህ ፡ ይሞክራችኋል ፡ በሩቅ ፡ ኾኖ ፡ የሚፈራውን ፡ ሰው ፡ አላህ ፡ ሊገልጽ ፡ (ይሞክራችኋል) ፡ ከዚህም ፡ በኋላ ፡ ወሰንን ፡ ያለፈና ፡ ያደነ ፡ ሰው ፡ ለርሱ ፡ አሳማሚ ፡ ቅጣት ፡ አለው ።
- 95 እላንተ ፡ ያመናችሁ ፡ ሆይ ! እናንተ ፡ በሐጅ ፡ ሥራ ፡ ውስጥ ፡ ስትኾኑ ፡ አውራን ፡ አትግደሉ ፤ ከናንተም ፡ እያወቀ ፡ የገደለው ፡ ሰው ፡ ቅጣቱ ፡ ከናንተ ፡ ሁለት ፡ የትክክለኛነት ፡ ባለቤቶች ፡ የሚፈርዱበት ፡ የኾን ፡ ወደ ፡ ካዕባ ፡ ደራሽ ፡ መሥዋዕት ፡ ሲኾን ፡ ከቤት ፡ እንሰላዎች ፡ የገደለውን ፡ ነገር ፡ ብጤ ፡ መስጠት ፡ ወይም ፡ ምስኪኖችን ፡ ማብላት ፡ ወይም ፡ የዚህን ፡ ልክ ፡ መጸም ፡ ማስተስረያ ፡ ነው ፤ (ይኸም) ፡ የሥራውን ፡ ከባድ ፡ ቅጣት ፡ እንዲቀምስ ፡ ነው ፤ (ሳይከልከል ፡ በፊት) ፡ ካለፈው ፡ ነገር ፡ አላህ ፡ ይቅርታ ፡ አደረገ ፤ የተመለሰም ፡ ሰው ፡ አላህ ፡ ከርሱ ፡ ይበቀላል ፤ አላህም ፡ አሸናፊ ፡ የመበቀል ፡ ባለቤት ፡ ነው ።
- 96 የባሕር ፡ ታዳኝና ፡ ምግብ ፡ (1) ለናንተም ፡ ለመንገደኞችም ፡ መጠቀሚያ ፡ ይኾን ፡ ዘንድ ፡ ለናንተ ፡ ተፈቀደ ፤ በሐጅም ፡ ላይ ፡ እስካላችሁ ፡ ድረስ ፡ የየብስ ፡ አውራ ፡ በናንተ ፡ ላይ ፡ እርም ፡ ተደረገ ፤ ያንንም ፡ ወደርሱ ፡ የምትሰበሰቡበትን ፡ አላህን ፡ ፍሩ ።
- 97 ከዕባን ፡ የተከበረውን ፡ ቤት ፡

- ከልክል ፡ የኾነውንም ፡ ወር ፡ መስዋዕቱንና ፡ ባለ ፡ ምልክቶቹንም ፡ መንጋዎች ፡ አላህ ፡ ለሰዎች ፡ መቋቋሚያ ፡ አደረገ ፤ ይኸ ፡ አላህ ፡ በሰማያት ፡ ያለውን ፡ ሁሉ ፡ በምድርም ፡ ያለውን ፡ ሁሉ ፡ የሚያውቅ ፡ መኾኑን ፡ አላህም ፡ ነገሩን ፡ ሁሉ ፡ ዐዋቂ ፡ መኾኑን ፡ እንድታውቁ ፡ ነው ።
- 98 አላህ ፡ ቅጣት ፡ ብርቱ ፡ መኾኑን ፡ አላህም ፡ መሐሪ ፡ አዛኝ ፡ መኾኑን ፡ ዕውቁ ።
- 99 በመልክተኛው ፡ ሳይ ፡ ማድረስ ፡ እንጅ ፡ ሌላ ፡ የለበትም ፤ አላህም ፡ የምትገልጹትን ፡ ነገር ፡ የምትደብቁትንም ፡ ሁሉ ፡ ያውቃል ።
- 100 የመጥፎው ፡ (ገንዘብ) ፡ ብዛት ፡ ቢያስደንቃችሁም ፡ እንኳ ፡ መጥፎውና ፡ ጥሩው ፡ አይተካከሉም ፡ ባለልቦች ፡ ሆይ ! አላህንም ፡ ፍሩ ፤ እናንተ ፡ ልትድኑ ፡ ይከጀላልና ፤ በላቸው ።
- 101 እላንተ ፡ ያመናችሁ ፡ ሆይ ! ለናንተ ፡ ቢገለጹ ፡ ከሚያስከፋችሁ ፡ ነገሮች ፡ አትጠይቁ ፤ ቁርአንም ፡ በሚወርድበት ፡ ጊዜ ፡ ከርሷ ፡ ብትጠይቁ ፡ ለናንተ ፡ ትገለጻለች ፤ ከርሷ ፡ (1) አላህ ፡ ይቅርታ ፡ አደረገ ፤ አላህም ፡ መሐሪ ፡ ታጋሽ ፡ ነው ።
- 102 ከናንተም ፡ በፊት ፡ ሕዝቦች ፡ በእርግጥ ፡ ጠየቁት ፤ ከዚያም ፡ በርሷ ፡ (ምክንያት) ፡ ከሐዲዎች ፡ ኾኑ ።
- 103 ከበሐራ ፡ (2) ከሳኢባም ፡ (3)

- 1 ከአለፈው ፡ ጥያቄያችሁ ።
- 2 ዐሥር ፡ የወለደችን ፡ ግመል ፡ ጆር ፡ መተልታል ።
- 3 ዐሥር ፡ ሌቶች ፡ ወልዳ ፡ ስድ ፡ የተደረገች ።

1 በውስጡ ፡ ጥቶ ፡ የተገኘው ።

ከወሲላም ፡ (1) ከሐምም ፡ (2) አላህ ፡ ምንም ፡ (ሕግ) ፡ አላደ ረገም ፡ ግን ፡ እነዚያ ፡ የካዱት ፡ በአላህ ፡ ላይ ፡ ውሸትን ፡ ይቀጣ ጥፋሉ ፤ አብዛኞቻቸውም ፡ አያ ውቁም ።

104 ለነርሱም ፡ አላህ ፡ ወደ ፡ አወረደ ውና ፡ ወደ ፡ መልክተኛው ፡ ኑ ፡ በተባሉ ፡ ጊዜ ፡ አባቶቻችንን ፡ በርሱ ፡ ላይ ፡ ያገኘንበት ፡ ነገር ፡ ይበቃናል ፤ ይላሉ ፤ አባቶቻቸው ፡ ምንም ፡ የማያውቁና ፡ የማይም መሩ ፡ ቢኾኑም ? (ይኸንን ፡ ማለት ፡ ይበቃቸዋልን ?)

105 እላንተ ፡ ያመናችሁ ፡ ሆይ ! ነፍሶ ቻችሁን ፡ (ከእሳት) ፡ ያዙ ፤ (ጠ ብቁ) ፡ በተመራችሁ ፡ ጊዜ ፡ የተ ሳሳተ ፡ ሰው ፡ አይገዙዎትም ፤ የሁላችሁም ፡ መመለሻ ፡ ወደ ፡ አላህ ፡ ብቻ ፡ ነው ፤ ትወሩትም ፡ የነበራችሁትን ፡ ሁሉ ፡ ይነግራ ቸኋል ።

106 እናንተ ፡ ያመናችሁ ፡ ሆይ ! አን ዳችሁን ፡ ሞት ፡ በመጣበት ፡ ጊዜ ፡ በኑዛዜ ፡ ወቅት ፡ የመካከ ላችሁ ፡ ምስክርነት ፡ ከናንተ ፡ ሁለት ፡ የትክክለኛነት ፡ ባለቤ ቶች ፡ የኾኑ ፡ ሰዎች ፡ ወይም ፡ በምድር ፡ ብትጓዙና ፡ የሞት ፡ አደጋ ፡ ብትነካችሁ ፡ ከሌሎቻ ችሁ ፡ የኾኑ ፡ ሁለት ፡ ሌሎች ፡ ሰዎች ፡ (መመስከር) ፡ ነው ። ብትጠራጠሩ ፡ ከሶላት ፡ (ከዐ ሱር) ፡ በኋላ ፡ ታቆሟቸውና ፡ (የሚመስክርለት ፡ ሰው) ፡ የዝም

1 በልት ፡ ተበክራ ፡ ሌት ፡ የቀጠለችን ፡ ለወ ንደች ፡ ምግብ ፡ ብቻ ፡ መሰን ።
2 ዐሥር ፡ ሌቶች ፡ ያስወለደን ፡ ቦርማ ፡ እን ዳይጫን ፡ ግድረግን ።

ድና ፡ ባለቤት ፡ ቢኾንም ፡ እንኳ ፡ በርሱ ፡ ዋጋን ፡ አንገዛም ፡ የአላ ሀንም ፡ ምስክርነት ፡ አንደብቅም ፡ ያን ፡ ጊዜ ፡ (ደብቀን ፡ ብንገኝ) ፡ እኛ ፡ ከኃጢአተኞች ፡ ነን ፡ ብለው ፡ በአላህ ፡ ስም ፡ ይምላሉ ።

107 እነርሱም ፡ ኃጢአትን ፡ (በው ሸት ፡ መስክረው) ፡ የተገቡ ፡ መኾ ናቸው ፡ ቢታወቅ ፡ ከነዚያ ፡ (ለሚቻ) ፡ ቅርቦች ፡ በመኾን ፡ (ውርስ) ፡ ከተገባቸው ፡ የኾኑ ፡ ሁለት ፡ ሌሎች ፡ ሰዎች ፡ በስፍራ ችው ፡ (በምስክሮች ፡ ስፍራ) ፡ ይቆሙና ፡ ምስክርነታችን ፡ ከነሱ ምስክርነት ፡ ይልቅ ፡ እውነት ፡ ነው ፡ ወሰንም ፡ አላለፍንም ፡ ያን ፡ ጊዜ ፡ እኛ ፡ ከበዳዮች ፡ ነን ፡ ሲሉ ፡ በአላህ ፡ ይምላሉ ።

108 ይህ ፡ ምስክርነትን ፡ በተገቢዋ ፡ ላይ ፡ ለማምጣታቸው ፡ ወይም ፡ ከመሐላዎቻቸው ፡ በኋላ ፡ የመሐ ላዎችን ፡ (ወደ ፡ ወራሾች) ፡ መመ ለስን ፡ ለመፍራት ፡ በጣም ፡ የቀ ረበ ፡ ነው ፤ አላህንም ፡ ፍሩ ፤ ስሙም ፤ አላህም ፡ አመጠኞች ፡ ሕዝቦችን ፡ አይመራም ።

109 አላህ ፡ መልክተኞቹን ፡ የሚሰበስ ብበትንና ፡ ምን ፡ መልስ ፡ ተሰ ጣችሁ ፡ የሚልበትን ፡ ቀን ፡ (አስ ታውስ) ፤ ለኛ ፡ ምንም ፡ ዕውቀት ፡ የለንም ፡ አንተ ፡ ሩቆችን ፡ በጣም ፡ ዐዋቂ ፡ አንተ ፡ ብቻ ፡ ነህ ፡ ይላሉ ።

110 አላህ ፡ በሚል ፡ ጊዜ ፡ (አስታ ውስ) ፡— የመርየም ፡ ልጅ ፡ ዒሳ ፡ ሆይ ! በአንተና ፡ በእናኑህ ፡ ላይ ፡ (የዋልኩላችሁን) ፡ ጸጋዬን ፡ አስ ታውስ ፤ በሕጻንነትና ፡ በከፈኒ ሳነት ፡ (የበሰለ ፡ ሰው ፡ ኾነህ) ፡ ሰዎችን ፡ የምትናገር ፡ ስትኾን ፡

በቅዱሱ ፡ መንፈስ ፡ (በገብሬል) ፡ ባበረታሁህ ፡ ጊዜ ፡ ጽሕፈትንና ፡ ጥበብንም ፡ ተውራትንና ፡ ኢንጂ ልንም ፡ ባስተማርኩህ ፡ ጊዜ ፡ ከጭቃም ፡ የወፍ ፡ ቅርጽ ፡ ብጤ ፡ በፈቃዴ ፡ በምትሠራና ፡ በው ስጧ ፡ በምትነፋ ፡ በፈቃዴም ፡ ወፍ ፡ በምትኾን ፡ ጊዜ ፡ ዕውርም ፡ ኾኖ ፡ የተወለደንና ፡ ለምጻምንም በፈቃዴ ፡ በምታሸር ፡ ጊዜ ፡ ሙታንንም ፡ በፈቃዴ ፡ (ከመቃብ ራቸው) ፡ በምታወጣ ፡ ጊዜ ፡ የእ ስራኤልንም ፡ ልጆች ፡ በተአም ራት ፡ በመጣህባቸውና ፡ ከነሱ ፡ እነዚያ ፡ የካዱት ፡ ይህ ፡ ግልጽ ፡ ድግምት ፡ እንጅ ፡ ሌላ ፡ አይደ ለም ፡ ባሉ ፡ ጊዜ ፡ (ለገድሉህ ፡ ሲያስቡህ) ፡ ከአንተ ፡ ላይ ፡ በከለ ከልኩልህም ፡ ጊዜ ፡ (ያደረግሁ ልህን ፡ ውለታ ፡ አስታውስ) ።

111 ወደ ፡ ሐዋርያትም ፡ በኔና ፡ በመ ልክተኛዬ ፡ እመኑ ፡ በማለት ፡ ባዘዝኩ ፡ ጊዜ ፡ (አስታውስ) ፤ አመንን ፤ እኛም ፡ አስላሞች ፡ መኾናችንን ፡ መስክር ፡ አሉ ።

112 ሐዋርያት ፡— የመርየም ፡ ልጅ ፡ ዒሳ ፡ ሆይ ፡ ጌታህ ፡ በኛ ፡ ላይ ፡ ከሰማይ ፡ ማእድን ፡ ሊያወርድልን ፡ ይችላልን ? ባሉ ፡ ጊዜ ፡ (አስታ ውስ) ፤ ምእምናን ፡ እንደ ፡ ኾና ችሁ ፡ አላህን ፡ ፍሩ ፡ አላቸው ።

113 ከርሷ ፡ ልንበላ ፡ ልቦቻችንም ፡ ሊረኩ ፡ እውነት ፡ ያልከንም ፡ መኾንህን ፡ ልናውቅና ፡ በርሷም ፡ ላይ ፡ ከመስካሪዎች ፡ ልንኾን ፡ እንፈልጋለን ፡ አሉ ።

114 የመርየም ፡ ልጅ ፡ ዒሳ ፡ አለ ፡— ጌታችን ፡ አላህ ፡ ሆይ ! ለኛ ፡ ለመጀመሪያዎቻችንና ፡ ለመጨ

ረሻዎቻችን ፡ ባዕል ፡ (መደሰቻ) ፡ የምትኾንን ፡ ከአንተም ፡ ተአ ምር ፡ የኾነችን ፡ ማእድ ፡ ከሰማይ ፡ በኛ ፡ ላይ ፡ አውርድ ፤ ስጠንም ፤ አንተ ፡ ከሰጪዎች ፡ ሁሉ ፡ በላጭ ነህና ።

115 አላህ ፡— እኔ ፡ (ማእድዎን) ፡ በና ንተ ፡ ላይ ፡ አውራጅዋ ፡ ነኝ ፤ በኋላም ፡ ከናንተ ፡ የሚክድ ፡ ሰው ፡ እኔ ፡ ከዓለማት ፡ አንድ ንም ፡ የማልቀጣውን ፡ ቅጣት ፡ እቀጣዋለሁ ፡ አለ ።

116 አላህም ፡— የመርየም ፡ ልጅ ፡ ዒሳ ፡ ሆይ ፡ አንተ ፡ ለሰዎቹ ፡— እኔንና ፡ እናቴን ፡ ከአላህ ፡ ሌላ ፡ ሁለት ፡ አምላኮች ፡ አድርጋችሁ ፡ ያዙ ፡ ብለሃልን ? በሚለው ፡ ጊዜ ፡ (አስታውስ) ፤ ጥራት ፡ ይገባህ ፤ ለኔ ፡ ተገቢዬ ፡ ያልኾነን ፡ ነገር ፡ ማለት ፡ ለኔ ፡ አይገባኝም ፤ ብዬው እንደ ፡ ኾነም ፡ በእርግጥ ፡ ዐውቀ ኸዋል ፤ በነፍሴ ፡ ውስጥ ፡ ያለ ውን ፡ ሁሉ ፡ ታውቃለህ ፤ ግን ፡ አንተ ፡ ዘንድ ፡ ያለውን ፡ አላው ቅም ፤ አንተ ፡ ሩቆችን ፡ ሁሉ ፡ በጣም ፡ ዐዋቂ ፡ አንተ ፡ ብቻ ፡ ነህና ፡ ይላል ።

117 በርሱ ፡ ያዘዘኩኝን ፡ ቃል ፡ ጌታየ ንና ፡ ጌታችሁን ፡ አላህን ፡ ተገዙ ፡ ማለትን ፡ እንጂ ፡ ለነርሱ ፡ ሌላ ፡ አላልኩም ፤ በውስጣቸውም ፡ እስ ካለሁ ፡ ድረስ ፡ በነርሱ ፡ ላይ ፡ ተጠባባቂ ፡ ነበርኩ ፤ በተሞላኸ ኝም ፡ ጊዜ ፡ (ባንሳኸኝ ፡ ጊዜ) ፡ አንተ ፡ በነሱ ፡ ላይ ፡ ተጠባባቂ ፡ ነበርክ ፤ አንተም ፡ በነገሩ ፡ ሁሉ ፡ ላይ ፡ ዐዋቂ ፡ ነህ ።

118 ብትቀጣቸው ፡ እነርሱ ፡ ባሮችህ ፡ ናቸው ፤ ለነርሱ ፡ ብትምርም ፡


አንተ : አሸናፊው : ጥበበኛው : ነህ : (ይላል) ።

119 አላህ : ይላል :— ይህ : እውነተኛ ችን : እውነታቸው : የሚጠቅም በት : ቀን : ነው : ለነርሱ : በሥሮቻቸው : ወንዞች : የሚፈሱባቸው በውስጣቸው : ሁል : ጊዜ : ዘውታሪዎች : ሲኾኑ : የሚኖሩባቸው ገነቶች : አሉባቸው : አላህ :

ከነሱ : (1) ወደደ ፤ እነርሱም : ከርሱ : (2) ወደዱ ፤ ይህ : ታላቅ : ዕድል : ነው ።

120 የሰማያትና : የምድር : በውስጣቸውም : ያለው : ሁሉ : ንግሥና : የአላህ : ብቻ : ነው ፤ እሱም : በነገሩ : ሁሉ : ላይ : ቻይ : ነው ።

1 በእምነታቸውና : በሥራቸው ።
2 በሰማቸው : ከብርና : ግንጻ ።



በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም : ርኅሩህ : በጣም : አዛኝ : በሆነው ።

1 ምስጋና : ለዚያ : ሰማያትንና : ምድርን : ለፈጠረው : ጫላማዎችንና : ብርሃንንም : ላደረገው : ለአላህ : የተገባ : ነው ፤ ከዚያም : እነዚያ : የካዱት : (ጣዖታትን) : በጌታቸው : ያስተካክላሉ ።

2 እርሱ : ያ : ከጭቃ : የፈጠራችሁ : ከዚያም : (የሞት) : ጊዜን : የወሰነ : ነው ፤ እርሱም : ዘንድ : (ለትንሣኤ) : የተወሰነ : ጊዜ : አልለ ፤ ከዚያም : እናንተ : (በመቀስቀሳችሁ) : ትጠራጠራላችሁ ።

3 እርሱም : ያ : በሰማያትና : በምድር : (ሊገዝቡት : የሚገባው) : አላህ : ነው ፤ ምስጢራችሁን : ግልጽችሁንም : ያውቃል ፤ የምትሠሩትንም : ሁሉ : ያውቃል ።

4 ከጌታቸውም : አንቀጾች : አንዲትም : አንቀጽ : አትመጣቸውም :

5 ከርሷ : የሚሸጡ : ቢኾኑ : እንጅ ። በውነቱም : (በቁርአን) : በመጣላቸው : ጊዜ : በእርግጥ : አስተባበሉ ፤ በርሱም : ይሳለቁበት : የነበሩት : ነገር : ዜናዎች : (ቅጣት) : በእርግጥ : ይመጣባቸዋል ።

6 ከበፊታቸው : ከክፍለ : ዘመናት : ሕዝቦች : በዙዎችን : ማጥፋታችንን : አላዩምን ? ለናንተ : ያላስመቸነውን : (ለነርሱ) : በምድር : ውስጥ : እስመቸናቸው ፤ በነርሱም : ላይ : ዝናምን : የተከታተለ : ሲኾን ፤ ላክን ፤ ወንዞችንም : በስራቸው : እንዲፈሱ : አደረግን ፤ በኃጢአቶቻቸውም : አጠፋናቸው ፤ ከኋላቸውም : ሌሎችን : የክፍል : ዘመን : ሰዎች : አስገኘን ።

7 ባንተም : ላይ : በወረቀት : የተጻፈን : መጽሐፍ : ባወረድንና : በእጆቻቸው : በነኩት : ኖሮ : እነዚያ : የካዱት : ሰዎች : ይህ : ግልጽ : ድግምት : እንጅ : ሌላ : አይደለም : ባሉ : ነበር ።

8 በርሱም : (በሙሐመድ) : ላይ : መልአክ : አይወረድለትም : ኖሮ አልን ? አሉ ፤ መልአክን : ባወረድንም : ኖሮ : (ባያምኑ : የጥፋታቸው) : ነገሩ : በተፈረደ : ነበር ፤ ከዚያም : አይቆዩም : ነበር ።

9 (መልአክተኛውን) : መልአክም : ባደረግነው : ኖሮ : ወንድ : (በሰው : ምስል) : ባደረግነው : ነበር ፤ በነርሱም : ላይ : የሚያመላስሉትን : ነገር : (1) ባመሳሰልን ባቸው : ነበር ።

10 ካንተ : በፊትም : በመልአክተኞች : በእርግጥ : ተላግጧል ፤ በነዚያም : ከነሱ : ባላገጡት : ላይ : በርሱ : ያላገጡ : የነበሩት : ነገር : (ቅጣት) : ወረደባቸው ።

11 በምድር : ላይ : ሺዱ : የአስተባባዮችም : መጨረሻ : እንዴት : እንደ : ነበረ : ተመልከቱ : በላቸው ።

12 በሰማያትና : በምድር : ያለው : ሁሉ : የማን : ነው ? በላቸው : (ሌላ : መልስ : የለምና) : የአላህ : ነው : በል ፤ በነፍሱ : ላይ : እዝነትን : ጻፈ ፤ በትንሣኤ : ቀን : በርሱ : ጥርጥር : የሌለበት : ሲኾን ፤ በእርግጥ : ይሰበሰባችኋል ፤ እነዚያ : ነፍሶቻቸውን : ያከሰሩ : ናቸው ፤ እነርሱም : አያምኑም ።

1 ይህ : ሰው : እንጅ : አይደለም : በግለት ።

13 በሌሊትና : በቀንም : ጸጥ : ያለው ሁሉ : የርሱ : ብቻ : ነው ፤ እርሱም : ሰሚው : ዐዋቂው : ነው ።

14 ሰማያትንና : ምድርን : ፈጣሪ : ከኾነው : አላህ : እርሱ : የሚመግብ : የማይመገብም : ሲኾን : ሌላን : አምላክ : እይባለሁን ? በላቸው ፤ እኔ : መጀመሪያ : ትእዛዝን : ከተቀበለ : ሰው : ልኾን : ታዘዝኩ ፤ ከአጋሪዎችም : ፈጽሞ : አትኾን : (ተብያለሁ) : በላቸው ።

15 እኔ : በጌታዬ : ባምጥ : የታላቁን : ቀን : ቅጣት : እፈራለሁ : በላቸው ።

16 በዚያ : ቀን : ኮርሱ : ላይ : (ቅጣት የሚመለስለት : ሰው : (አላህ) : በእርግጥ : እዘነሱት ፤ ይህም : ግልጽ : ማግኘት : ነው ።

17 አላህም : በጉዳት : በነካህ : ለርሱ : (ለጉዳቱ) : ከእርሱ : በቀር : ሌላ : አስወጋጅ : የለም : በበጎም : ነገር : በነካህ : እርሱ : በነገሩ : ሁሉ : ላይ : ቻይ : ነው ።

18 እርሱም : ከባሮቹ : በላይ : ሲኾን : አሸናፊ : ነው ፤ እርሱም : ጥበበኛው : ውስጥ : ዐዋቂው : ነው ።

19 በምስክርነት : ከነገሩ : ሁሉ : ይበልጥ : ታላቅ : ማነው ? በላቸው ፤ (ሌላ : መልስ : የለምና) : አላህ : ነው ፤ በእኔና : በናንተ : መካከል : መስካሪ : ነው ፤ ይህም : ቁርአን : እናንተንና : የደረሰውን : ሰው : ሁሉ : በርሱ : ላስፈራራበት : ወደኔ : ተወረደ ፤ ከአላህ : ጋር : ሌሎች : አማልክት : መኖራቸውን : እናንተ : ትመስክራላችሁን ? በላቸው ፤ እኔ : አልመስክርም : በላቸው ፤ እርሱ : አንድ : አምላክ : ብቻ : ነው ፤ እኔም :

ከምታጋሩት : ነገር : ገጹሕ : ነኝ : በላቸው ።

20 እነዚያ : መጽሐፍን : የሰጠናቸው : ልጆቻቸውን : እንደሚያውቁ : (መ-ሐመድን) : ያውቁታል ፤ እነዚያ : ከነርሱ : ውስጥ : ነፍሶቻቸውን : ያከሰሩት : እነርሱ : አያምኑም ።

21 በአላህም : ላይ : ውሸትን : ከቀጣጠፈ : ወይም : በአንቀጾቹ : ካስተባበለ : ሰው : ይበልጥ : በደለኛ : ማነው ? እነሆ : በደለኞች : አይደሉም ።

22 ሁላቸውንም : የምንሰበሰብበትንና : ከዚያም : ለእነዚያ : (ጣዖታትን : ለአጋሩት : እነዚያ : (ለአላህ) : ተጋሪዎች : ናቸው : ብላችሁ : ታስቧቸው : የነበራችሁት : ተጋሪዎቻችሁ : የት : ናቸው ? የምንልበትን : ቀን : (አስታውስ) ።

23 ከዚያም : መልሳቸው : በጌታችን : በአላህ : ይኹንብን : አጋሪዎች : አልነበርንም : ማለት : እንጅ : ሌላ : አትኹንም ።

24 በነፍሶቻቸው : ላይ : እንዴት : እንደ : ዋሹና : ይቀጣጥፋት : የነበሩት : ነገር : ከነሱ : እንዴት : እንደ : ተሰወረ : ተመልክት ።

25 ከነርሱም : ወደ : አንተ : የሚያዳምጥ : ሰው : አልለ ፤ በልቦቻቸውም : ላይ : እንዳያውቁት : ሺፋኖችን : በጀርዎቻቸውም : ላይ : ድንቁርናን : አደረግን ፤ ታምርንም : ሁሉ : ቢያዩ : በርሷ : አያምኑም ፤ በመጡም : ጊዜ : የሚከራከሩህ : ሲኾኑ : እነዚያ : የካዱት : ይህ : (ቁርአን) : የቀድሞዎቹ : ሰዎች : ጽሑፍ : ተረቶች :

እንጅ : ሌላ : አይደለም : ይላሉ ።

26 እነርሱም : (ሰዎችን) : ከርሱ : ይከለክላሉ ፤ ከርሱም : ይርቃሉ ፤ ነፍሶቻቸውንም : እንጂ : ሌላን : አያጠፉም ፤ ግን : አያውቁም ።

27 በእሳትም : ላይ : በተቆሙ : ጊዜ : (ወደ : ምድረ : ዓለም) : ምንነው : በተመለስን : በጌታችንም : እንቀጾች : ባላስተባበልን : ከምእምናንም : በኹንን : ዋ : ምኞታችን ! ባሉ : ጊዜ : ብታይ : ኖሮ : (የሚያስደነግጥን : ነገር : ባየህ : ነበር) ፤

28 ይልቁንም : ከዚህ : በፊት : ይደብቁት : የነበሩት : ሁሉ : ለነርሱ : ተገለጸ ፤ (ወደምድረ : ዓለም) : በተመለሱም : ኖሮ : ከርሱ : ወደ : ተከለከሉት : ነገር : በተመለሱ : ነበር ፤ እነሱም : በእርግጥ : ውሸታዎች : ናቸው ።

29 እርሷም : (ሕይወት) : የቅርብቱ : ሕይወታችን : እንጅ : ሌላ : አይደለችም : እኛም : ተቀስቃሾች : አይደለንም : አሉ ።

30 በጌታቸውም : ላይ : (ለምርመራ) : በተቆሙ : ጊዜ : ብታይ : ኖሮ : (አስደንጋጭን : ነገር : ባየህ : ነበር) ። ይህ : እውነት : አይደለምን ? ይላቸዋል ፤ በጌታችን : ይኹንብን : እውነት : ነው : ይላሉ ። ትክዱት : በነበራችሁት : ምክንያት : ቅጣቱን : ቅመሱ : ይላቸዋል ።

31 እነዚያ : በአላህ : መገናኘት : ያስተባበሉ : በእርግጥ : ከሰሩ ፤ ሰዓቲቱም : በድንገት : በመጣቻቸው : ጊዜ : እነሱ : ኃጢአቶቻቸውን : በጀርባዎቻቸው : ላይ : የሚሸከሙ : ሲኾኑ : በርሷ : (በምድረ : ዓለም) : ባጓደልነው :

ነገር : ላይ : ዋ : ቁጩታችን : ይላሉ ፤ ንቁ : የሚሸከሙት : ነገር : ከፋ ።

32 የቅርብቱም : ሕይወት : ጨዋታና : ላጣጣ : እንጅ : ሌላ : አይደለችም ፤ የመጨረሻይቱም : አገር : (ገነት) : ለእነዚያ : ለሚጠነቀቁት : በጣም : በላጭ : ናት ፤ አታውቁምን ?

33 እነሆ : ያ : የሚሉህ : ነገር : እንደሚያሳዝንህ : በእርግጥ : እናውቃለን ፤ እነርሱም : (በልቦቻቸው) : አያስተባብሉህም : ግን : በዳዮቹ : በአላህ : አንቀጾች : ይክዳሉ ።

34 ከበፊትህም : መልክተኞች : በእርግጥ : ተስተባበሉ ፤ በተስተባበሉበትም : ነገርና : በተስቃዩት : ላይ : እርዳታችን : እስከመጣላቸው : ድረስ : ታገሡ ፤ የአላህንም : ንግግሮች : ለዋጭ : የለም ፤ ከመልክተኞቹም : ወሬ : (የምትረጋጋበት) : በእርግጥ : መጣልህ ።

35 (ኢስላምን) : መተዋቸውም : ባንተ : ላይ : ከባድ : ቢኾንብህ : በምድር : ውስጥ : ቀዳዳን : ወይም : በሰማይ : ውስጥ : መሰላልን ፤ ልትፈልግና : በተአምር : ልትመጣቸው : ብትችል : (አድርግ) ፤ አላህም : በሻ : ኖሮ : በቅኑ : መንገድ : ላይ : በሰበሰባቸው : ነበር ፤ ከተሳሳቱትም : ሰዎች : በፍጹም : አትኹን ።

36 ጥሪህን : የሚቀበሉት : እነዚያ : የሚሰሙት : ብቻ : ናቸው ፤ ሙታንንም : አላህ : ይቀስቅሳቸዋል ፤ ከዚያም : ወደርሱ : ብቻ : ይመለሳሉ ።

37 ከጌታውም : በርሱ : ላይ : ለምን : ተአምር : አልተወረደም : አሉ ፤

አላህ : ተአምርን : በማውረድ : ላይ : ቻይ : ነው : በላቸው ፤ ግን : አብዛኞቻቸው : አያውቁም ።

38 ከተንቀሳቃሽም : በምድር : (የሚኼድ) ፤ በሁለት : ክንፎቹ : የሚበርም : በራሪ : መሰሎቻችሁ : ሕዝቦች : እንጅ : ሌላ : አይደሉም ፤ በመጽሐፉ : ውስጥ : ምንንም : ነገር : አልተውንም : ከዚያም : ወደ : ጌታቸው : ይሰበሰባሉ ።

39 እነዚያም : በአንቀጾቻችን : ያስዋሹ : ደንቆሮች : ደገዎችም : በጨለማዎች : ውስጥ : ያሉ : ናቸው ፤ አላህ : ማጥመሙን : የሚሻውን : ሰው : ያጠመዋል ፤ መምራቱን : የሚሻውንም : ሰው : በቀጥተኛ : መንገድ : ላይ : ያደርገዋል ።

40 የአላህ : ቅጣት : ቢመጣባችሁ : ወይም : ሰዓቲቱ : (ትንሣኤ) : ብትመጣባችሁ : ከአላህ : ሌላን : ትጠራላችሁን ? እውነተኞች : እንደ : ኾናችሁ : ንገሩን : በላቸው ።

41 አይደለም : እርሱን : ብቻ : ትጠራላችሁ ፤ ቢሻም : ወደርሱ : የምትጠሩበትን : ነገር : ያስወግዳል ፤ የምታጋሩትንም : ነገር : ትተዋላችሁ : (በላቸው) ።

42 ከበፊትህም : ወደ : ነበሩት : ሕዝቦች : (መልክተኞችን) : በእርግጥ : ላክን ፤ እንዲዋደቁም : በድህነትና : በበሽታ : ያዘናቸው ።

43 ታዲያ : ቅጣታችን : በመጣባቸው : ጊዜ : አይዋደቁም : ኖሯልን ? ግን : ልቦቻቸው : ደረቁ ፤ ይሠሩት : የነበሩትንም : ነገር : ሰይጣን : ለነሱ : አሳመረላቸው ።

44 በርሱም ፡ ይገሠጹበት ፡ የነበረ ውን ፡ ነገር ፡ በተው ፡ ጊዜ ፡ በነሱ ፡ ላይ ፡ የነገርን ፡ ሁሉ ፡ ደጃፎች ፡ ከፈትን ፤ (እስመቸናቸው) ፡ በተሰጡትም ፡ ነገር ፡ በተደሰቱ ፡ ጊዜ ፡ በድንገት ፡ ያዝናቸው ፡ ወዲያውኑም ፡ እነርሱ ፡ ተሰፋ ፡ ቆራጮች ፡ ኾኑ ።

45 የነዚያም ፡ የበደሉት ፡ ሕዝቦች ፡ መጨረሻ ፡ ተቆረጠ ፤ ምስጋናም ፡ ለዓለማት ፡ ጌታ ፡ ለአላህ ፡ ይገባው ።

46 —ንገሩኝ ፡ አላህ ፡ መስሚያችሁንና ፡ ማያዎቻችሁን ፡ በወሰድ ፡ በልቦቻችሁም ፡ ላይ ፡ ቢያትም ፡ ከአላህ ፡ ሌላ ፡ እርሱን ፡ የሚያመጣላችሁ ፡ አምላክ ፡ ማነው ? በላቸው ፡ አንቀጾችን ፡ እንዴት ፡ እንደምናብራራ ፡ ከዚያም ፡ እነሱ ፡ እንዴት ፡ እንደሚመለሱ ፡ ተመልከት ።

47 —ንገሩኝ ፡ የአላህ ፡ ቅጣት ፡ በድንገት ፡ ወይም ፡ በግልጽ ፡ ቢመጣላችሁ ፡ አመጣኞች ፡ ሕዝቦች ፡ እንጅ ፡ ሌላ ፡ ይጥጠፋልን ? በላቸው ፡

48 መልክተኞችንም ፡ አብሳሪና ፡ አሰራራሪ ፡ አድርገን ፡ እንጅ ፡ አንልክም ፡ ያመኑና ፡ በጎን ፡ የሠሩ ፡ ሰዎችም ፡ በነርሱ ፡ ላይ ፡ ፍርሃት ፡ የለባቸውም ፤ እነሱም ፡ አያዝኑም ።

49 እነዚያም ፡ ባንቀጾቻችን ፡ ያሰዋቸው ፡ ያምጡ ፡ በነበሩት ፡ ምክንያት ፡ ቅጣቱ ፡ ያገኛቸዋል ።

50 — ለናንተ ፡ የአላህ ፡ ግምጃ ፡ ቤቶች ፡ እኔ ፡ ዘንድ ፡ ናቸው ፡ አልልም ፡ ሩቅንም ፡ አላውቅም ፡ ለናንተም ፡ እኔ ፡ መልአክ ፡ ነኝ ፡

አልልም ፤ ወደኔ ፡ የሚወርድልኝን ፡ እንጅ ፡ ሌላን ፡ አልከተልም ፡ በላቸው ፤ ፅውርና ፡ የሚያይ ፡ ይተካከላሉን ? አታስተነትኑም ? በላቸው ።

51 እነዚያንም ፡ ከርሱ ፡ ሌላ ፡ ረዳትና ፡ አማላጅ ፡ የሌላቸው ፡ ሲኾኑ ፡ ወደ ፡ ጌታቸው ፡ መሰብሰብን ፡ የሚፈሩትን ፡ ይጠነቀቁ ፡ ዘንድ ፡ በርሱ ፡ (በቁርአን) ፡ አስፈራራ ።

52 እነዚያንም ፡ ጌታቸውን ፡ ፊቱን ፡ (ውደታውን) ፡ የሚሹ ፡ ኾነው ፡ በጣትና ፡ በማታ ፡ የሚጠሩትን ፡ አታባር ፤ ታበራቸውና ፡ ከበደለኞችም ፡ ትኾን ፡ ዘንድ ፡ እነሱን ፡ መቆጣጠር ፡ ባንተ ፡ ላይ ፡ ምንም ፡ የለብህም ፤ አንተንም ፡ መቆጣጠር ፡ በነሱ ፡ ላይ ፡ ምንም ፡ የለባቸውም ።

53 እንደዚሁም ፡ ከመካከላችን ፡ አላህ ፡ የለገሰላቸው ፡ እነዚህ ፡ ናቸውን ? ይሉ ፡ ዘንድ ፡ ከፊላቸውን ፡ በከፊሉ ፡ ሞከርን ፤ አላህ ፡ አመስጋኞቹን ፡ ዐዋቂ ፡ አይደለም ?

54 እነዚያም ፡ በተለምዶቻችን ፡ የሚያምኑት ፡ በመጡ ፡ ጊዜ ፡ ሰላም ፡ በናንተ ፡ ላይ ፡ ይኾን ፤ ጌታችሁ ፡ በነፍሱ ፡ ላይ ፡ እዝነትን ፡ ጻፈ ፤ እነሆ ፡ ከናንተ ፡ ውስጥ ፡ በስሕተት ፡ ክፉን ፡ ሥራ ፡ የሠራ ፡ ሰው ፡ ከዚያም ፡ ከርሱ ፡ በኋላ ፡ የተጸጸተና ፡ ሥራውን ፡ ያሳመረ ፡ እርሱ ፡ (አላህ) ፡ መሐሪ ፡ አዛኝ ፡ ነው ፡ በላቸው ።

55 እንደዚሁም ፡ (እውነቱ ፡ እንዲገለጽና) ፡ የወንጀለኞችም ፡ መን

ገድ ፡ ትብራራ ፡ ዘንድ ፡ አንቀጾችን ፡ እንገልጻለን ።

56 እኔ ፡ እነዚያን ፡ ከአላህ ፡ ሌላ ፡ የምትጠሩዎቸውን ፡ ከመገዛት ፡ ተከልክያለሁ ፡ በላቸው ። ዘንባሌያችሁን ፡ አልከተልም ፤ ያን ፡ ጊዜ ፡ በእርግጥ ፡ ተሳሳትኩ ፤ እኔም ፡ ከተመሪዎቼ ፡ አይደለሁም ፡ በላቸው ።

57 እኔ ፡ ከጌታዬ ፡ በኾነኝ ፡ ግልጽ ፡ ማሰረጃ ፡ ላይ ፡ ነኝ ፤ በርሱም ፡ አስተባባላችሁ ፤ በርሱ ፡ የምትቻኩሉበት ፡ ቅጣት ፡ እኔ ፡ ዘንድ ፡ አይደለም ፤ ፍርዱ ፡ ለአላህ ፡ ብቻ ፡ ነው ፤ እውነትን ፡ ይፈርዳል ፤ እርሱም ፡ ከፈራጆች ፡ ሁሉ ፡ በላጭ ፡ ነው ፡ በላቸው ።

58 በርሱ ፡ የምትቻኩሉበት ፡ ቅጣት ፡ እኔ ፡ ዘንድ ፡ በኾነ ፡ ፍሮ ፡ በኔና ፡ በናንተ ፡ መካከል ፡ ነገሩ ፡ (ቅጣታችሁ) ፡ በተፈጸመ ፡ ነበር ፤ አላህም ፡ በደለኞችን ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ፡ በላቸው ።

59 የሩቅ ፡ ነገርም ፡ መክፈቻዎች ፡ እርሱ ፡ ዘንድ ፡ ናቸው ፤ ከርሱ ፡ በቀር ፡ ማንም ፡ አያውቃቸውም ፤ በየብስና ፡ በባሕር ፡ ያለውንም ፡ ሁሉ ፡ ያውቃል ፤ ከቅጠልም ፡ አንዲትም ፡ አትረገፍም ፡ የሚያውቃት ፡ ቢኾን ፡ እንጅ ፤ ከቅንጣትም ፡ በመሬት ፡ ጨለማዎች ፡ ውስጥ ፡ የለም ፡ ከእርጥብም ፡ ከደረቅም ፡ አንድም ፡ የለም ፡ ግልጽ ፡ በኾነው ፡ መጽሐፍ ፡ ውስጥ ፡ (የተመዘገበ) ፡ ቢኾን ፡ እንጅ ።

60 እርሱም ፡ ያ ፡ በሌሊት ፡ የሚያስተኛችሁ ፡ በቀንም ፡ የሠራችሁትን ፡ ሁሉ ፡ የሚያውቅ ፡ ከዚ

ያም ፡ የተወሰነው ፡ ጊዜ ፡ ይፈጸም ፡ ዘንድ ፡ በርሱ ፡ (በቀን) ፡ ውስጥ ፡ የሚቀሰቅሳችሁ ፡ ነው ፤ ከዚያም ፡ መመለሻችሁ ፡ ወደ ፡ እርሱ ፡ ነው ፤ ከዚያም ፡ ትሠሩት ፡ የነበራችሁትን ፡ ሁሉ ፡ ይነግራችኋል ።

61 እርሱም ፡ ከባሮቹ ፡ በላይ ፡ ሲኾን ፡ ሁሉን ፡ አሸናፊ ፡ ነው ፤ በናንተም ፡ ላይ ፡ ጠባቂዎችን ፡ (መላእክት) ፡ ይልካል ፤ አንዳችሁንም ፡ ሞት ፡ በመጣበት ፡ ጊዜ ፡ (የሞት) ፡ መልክተኞቻችን ፡ እነርሱ ፡ (ትእዛዛትን) ፡ የማያጓድሉ ፡ ሲኾኑ ፡ ይገድሉታል ።

62 ከዚያም ፡ እውነተኛ ፡ ወደ ፡ ኾነው ፡ ጌታቸው ፡ ወደ ፡ አላህ ፡ ይመለሳሉ ፤ ነቁ ፡ ፍርዱ ፡ ለርሱ ፡ ብቻ ፡ ነው ፤ እርሱም ፡ ከተቆጣጣሪዎች ፡ ሁሉ ፡ ይበልጥ ፡ ፈጣን ፡ ነው ።

63 ከየብስና ፡ ከባሕር ፡ ጨለማዎች ፡ (1) በግልጽና ፡ በምስጢር ፡ የምትጠሩት ፡ ስትኾኑ ፡ ከነዚህ ፡ (2) ቢያድነን ፡ በእርግጥ ፡ ከእመስጋኞች ፡ እንኾናለን ፡ (ስትሉ) ፡ የሚያድናችሁ ፡ ማነው ? በላቸው ።

64 አላህ ፡ ከሷና ፡ ከጭንቅም ፡ ሁሉ ፡ ያድናችኋል ፤ ከዚያም ፡ እናንተ ፡ ታጋራላችሁ ፡ በላቸው ።

65 እርሱ ፡ (አላህ) ፡ ከበላያችሁ ፡ ወይም ፡ ከእግሮቻችሁ ፡ በታች ፡ ቅጣትን ፡ በናንተ ፡ ላይ ፡ ሊልክ ፡ ወይም ፡ የተለያዩ ፡ ሕዝቦች ፡ ስትኾኑ ፡ ሊያደባልቃችሁና ፡ ከፈላችሁን ፡ የከፈሉን ፡ ጭካኔ ፡ ሊቆምስ ፡ ቻይ ፡ ነው ፡ በላቸው ። ያውቁ ፡ ዘንድ ፡ አንቀጾችን ፡ እን

1 መከራዎች ።
2 ጨለማዎች ።

ዴት : እንደምናብራራ : ተመልከት ።

66 በርሱም : (በቁርአን) : እርሱ : እውነት : ሲኾን : ሕዝቦችህ : አስተባባሉ ። በላቸው ፡— በናንተ ፡ ላይ ፡ ጠባቂ : አይደለሁም ።

67 ለትንቢት : ሁሉ : (የሚደርስበት) : መርጊያ : አለው ፤ ወደፊትም : ታውቁታላችሁ ።

68 እነዚያንም : በአንቀጾቻችን : የሚገቡትን : ባየህ : ጊዜ ፣ ክርሱ : ሌላ ፣ በኾነ ፣ ወሬ : እስከሚገቡ : ድረስ : ተዋቸው ፤ ሰይጣንም : (መከልከልህን) : ቢያስረሳህ : ከትዝታ : በኋላ : ከበደለኞች : ሕዝቦች : ጋር : አትቀመጥ ።

69 በእነዚያም : በሚጠነቀቁት : ላይ : ከሒሳባቸው : (1) ምንም : የለባቸውም ፤ ግን : ይጠነቀቁ : ዘንድ : መገሠጥ : (አለባቸው) ።

70 እነዚያንም : ሃይማኖታቸውን : ጨዋታና ፡ ላግጣ : አድርገው : የያዙትን ፣ ቅርብቴም ፣ ሕይወት : ያታለለቻቸውን : ተዋቸው ፤ በርሱም ፣ (በቁርአን) ፣ ነፍስ ፣ በሠራቸው ፣ ሥራ ፣ እንዳትጠፋ : አስታውስ ፤ ለርሷ ፣ ከአላህ ፣ ሌላ ፣ ረዳትና ፣ አማላጅ ፣ የላትም ፤ በመበገርያም ፣ ሁሉ ፣ ብትሰኾኑ ፣ ከርሷ ፣ አይወሰድም ፤ እነዚህ ፣ እነዚያ ፣ በሠሩት ፣ ሥራ ፣ የተጠፉት ፣ ናቸው ፤ ለነሱ ፣ ይክዱ ፣ በነበሩት ፣ ምክንያት ፣ ከፈላ ፣ ውሃ ፣ መጠጥና ፣ አሳማሚ ፣ ቅጣት ፣ አላቸው ።

71 —ከአላህ ፣ ሌላ ፣ የማይጠቅመንን ፣ እና ፣ የማይጉዳንን ፣ እንግዝለን ? አላህም ፣ ከመራን ፣ ጊዜ ፣

በኋላ ፣ የኋሊት ፣ እንመለሳለን ? እንደዚያ ፣ በምድር ፣ ላይ ፣ የዋለለ ፣ ሲኾን ፣ ሰይጣናት ፣ እንዳላሳቱት ፣ ለርሱ ፣ ወደኛ ፣ ና ፣ እያሉ ፣ ወደ ፣ ቅን ፣ መንገድ ፣ የሚጠሩ ፣ ወዳጆች ፣ እንዳሉት ፣ (እንደማይከተላቸውም) ፣ ሰው ፣ እንኾናለን ? በላቸው ፤ የአላህ ፣ መንገድ ፣ እርሱ ፣ ቀጥተኛው ፣ መንገድ ፣ ነው ፤ ለዓለማት ፣ ጌታ ፣ ልንገዛም ፣ ታዘዝን ፣ በላቸው ።

72 ሰላትንም ፣ በደንቡ ፣ ስንዱ ፣ ፍሩትም ፤ (በማለት ፣ ታዘዝን) ፣ እርሱም ፣ ያ ፣ ወደርሱ ፣ ብቻ ፣ የምትሰበሰቡበት ፣ ነው።

73 እርሱም ፣ ያ ፣ ሰማያትንና ፣ ምድርን ፣ በእውነት ፣ የፈጠረ ፣ ነው ፤ ኹን ፣ የሚልበትንና ፣ ወዲያውም ፣ የሚኾንበትን ፣ ቀን ፣ (አስታውስ) ፤ ቃሉ ፣ እውነት ፣ ነው ፤ በቀንዱም ፣ በሚነፋ ፣ ቀን ፣ ንግሥናው ፣ የርሱ ፣ ብቻ ፣ ነው ፤ ሩቁንና ፣ ቅርቡን ፣ ዐዋቂ ፣ ነው ፤ እርሱም ፣ ጥበበኛው ፣ ውስጠ ፣ ዐዋቂው ፣ ናው ።

74 ኢብራሂምም ፣ ለአባቱ ፣ (1) ለአዘር ፣ ጣዖታትን ፣ አማልክት ፣ አድርገህ ፣ ትይዛለህን ? እኔ ፤ እንተንም ፣ ሕዝቦችህንም ፣ በግልጽ ፣ መሳሳት ፣ ውስጥ ፣ ኾናችሁ ፣ አያችኋለሁ ፣ ባለ ፣ ጊዜ ፣ (አስታውስ)

75 እንደዚሁም ፣ ኢብራሂምን ፣ (እንዲያውቅና) ፣ ከአረጋጋጮቹም ፣ ይኾን ፣ ዘንድ ፣ የሰማያትንና ፣ የምድርን ፣ መለኮት ፣ (2) አሳየነው ።

1 የግል ፣ ስሙ ፣ ታሪህ ፣ ለኾነው ።
2 ግዛት ፣ ሥልጣን ።

1 ካላጋጮቹ ፣ ጎጠኦት ።

76 ሌሊቱም ፣ በርሱ ፣ ላይ ፣ ባጨለመ ፣ ጊዜ ፣ ኮከብን ፣ አየ ፤ ይህ ፣ ጌታዬ ፣ ነው ፣ አለ ፤ በጠለቀም ፣ ጊዜ ፣—ጠላቂዎችን ፣ አልወድም ፣ አለ ።

77 ጨረቃንም ፣ ወጪ ፣ ኾኖ ፣ ባየ ፣ ጊዜ ፣—ይህ ፣ ጌታዬ ፣ ነው ፣ አለ ፤ በገባም ፣ ጊዜ ፣—ጌታዬ ፣ (ቅኑን ፣ መንገድ) ፣ ባይመራኝ ፣ በእርግጥ ፣ ከተሳሳቱት ፣ ሕዝቦች ፣ እኾናለሁ ፣ አለ ።

78 ፀሐይንም ፣ ራጫዋን ፣ ዘርግታ ፣ ባየ ፣ ጊዜ ፣—ይህ ፣ ጌታዬ ፣ ነው ፤ ይህ ፣ በጣም ፣ ትልቅ ፣ ነው ፣ አለ ፤ በገባችሁ ፣ ጊዜ ፣— ወገኖቼ ፣ ሆይ ! እኔ ፣ ከምታጋሩት ፣ ሁሉ ፣ ንጹሕ ፣ ነኝ ፣ አለ ።

79 እኔ ፣ ለዚያ ፣ ሰማያትንና ፣ ምድርን ፣ ለፈጠረው ፣ (አምላክ) ፣ ቀጥተኛ ፣ ስኾን ፣ ፊቱን ፣ አዞርኩ ፤ እኔም ፣ ከአጋሪዎቹ ፣ አይደለሁም ፣ (አለ) ።

80 ወገኖቼም ፣ ተከራከሩት ፤ በአላህ ፣ (አንድነት) ፣ በእርግጥ ፣ የመራኝ ፣ ሲኾን ፣ ትከራከሩኛላችሁን ? በርሱም ፣ የምታጋሩትን ፣ ነገር ፣ አልፈራም ፤ ግን ፣ ጌታዬ ፣ ነገርን ፣ ቢሻ ፣ (ያገኘኛል) ፤ ጌታዬም ፣ ነገሩን ፣ ሁሉ ፣ ዕውቀቱ ፣ ሰፋ ፤ አትጎነዘቡምን ? አላቸው ።

81 በናንተ ፣ ላይ ፣ በርሱ ፣ ማስረጃን ፣ ያላወረደበትን ፣ እናንተ ፣ ማጋራታችሁን ፣ የማትፈሩ ፣ ስትኾኑ ፣ የምታጋሩትን ፣ (ጣዖታት) ፣ እንዴት ፣ እፈራለሁ ! የምታውቁም ፣ ብትኾኑ ፣ ከሁለቱ ፣ ክፍሎች ፣ (1)

1 በአንድ ፣ አምላክ ፣ ከሚያምኑና ፣ ከሚያጋሩ ።

በጸጥታ ፣ ይበልጥ ፣ ተገቢው ፣ ማንኛው ፣ ነው ? (አለ) ።

82 እነዚያ ፣ ያመኑና ፣ እምነታቸውን ፣ በበደል ፣ ያልቀላቀሉ ፣ እነዚያ ፣ ለነርሱ ፣ ጸጥታ ፣ አላቸው ፤ እነሱም ፣ የተመሩ ፣ ናቸው ፤

83 ይኸችም ፣ (1) ማስረጃችን ፣ ናት ፤ ለኢብራሂም ፣ በሕዝቦቹ ፣ ላይ ፣ (አስረጅ ፣ እንድትኾን) ፣ ሰጠናት ፤ የምንሻውን ፣ ሰው ፣ በደረጃዎች ፣ ከፍ ፣ እናደርጋለን ፤ ጌታህ ፣ ጥበበኛ ፣ ዐዋቂ ፣ ነውና ።

84 ለርሱም ፣ ኢስሐቅን ፣ (የልጅ ፣ ልጁን) ፣ የዕቁብንም ፣ ሰጠነው ፤ ሁሉንም ፣ መራን ፤ ኑሕንም ፣ በፊት ፣ መራን ፤ ከዘርቹም ፣ ዳውድን ፣ ሱለይማንንም ፣ አዮብንም ፣ ዩሱፍንም ፣ ሙሳንም ፣ ሃሩንንም ፣ (መራን) ፣ እንደዚሁም ፣ በኃ ፣ ሠሪዎችን ፣ እንመነዳለን ።

85 ከከሪያንም ፣ የሕያንም ፣ ዲሳንም ፣ ኢልያስንም ፣ (መራን) ፤ ሁሉም ፣ ከመልካሞቹ ፣ ናቸው ።

86 ኢስማኢልንም ፣ አልየስዕንም ፣ ዩኑስንም ፣ ሉጥንም ፣ (መራን) ፤ ሁሉንም ፣ በዓለማት ፣ ላይ ፣ አበለጥናቸውም ።

87 ከአባቶቻቸውም ፣ ከዘርቻቸውም ፣ ከወንድሞቻቸውም ፣ (መራን) ፣ መረጥናቸውም ፤ ወደ ፣ ቀጥታውም ፣ መንገድ ፣ መራናቸው ።

88 ይህ ፣ (2) የአላህ ፣ መምሪያ ፣ ነው ። በርሱ ፣ ከባሮቹ ፣ የሚሻውን ፣ ሰው ፣ ይመራል ፤ ባጋሩም ፣ ኖሮ ፣ ይሠሩት ፣ የነበሩት ፣ ከነሱ ፣ በታበሰ ፣ ነበር ።

1 የኮከብ ፣ የጨረቃና ፣ የፀሐይ ፣ መገባት ።
2 በአንድ ፣ አምላክ ፣ የማመን ፣ ሕግ ።

89 እነዚህ ፡ እነዚያ ፡ መጽሐፍትንና ፡ ጥበብን ፡ ነቢይነትንም ፡ የሰጠ ናቸው ፡ ናቸው ፡ እነዚህ ፡ (የመካ ፡ ከሐዲዎች) ፡ በርሷ ፡ ቢክዱም ፡ በርሷ ፡ የማይክዱን ፡ ሕዝቦች ፡ ለርሷ ፡ በእርግጥ ፡ አዘጋጅተናል ።

90 እነዚህ ፡ (ነቢያት) ፡ እነዚያ ፡ አላህ ፡ የመራቸው ፡ ናቸው ፤ በመንገዳቸውም ፡ ተከተል ፤ ፡— በርሱ ፡ (በቁርአን) ፡ ላይ ፡ ምንም ፡ ዋጋ ፡ አልጠይቃችሁም ፤ እርሱ ፡ ለዓለማት ፡ ግሣጼ ፡ እንጅ ፡ ሌላ ፡ አይደለም ፡ በላቸው ።

91 አላህ ፡ በሰው ፡ ላይ ፡ ምንም ፡ አላወረደም ፡ ባሉም ፡ ጊዜ ፡ አላህን ፡ ተገቢ ፡ ክብሩን ፡ አላከበሩትም ። (እንዲህ) ፡ በላቸው ፡— ያንን ፡ ብርሃንና ፡ ለሰዎች ፡ መሪ ፡ ሆኖ ፡ ሙሳ ፡ ያመጣውን ፡ መጽሐፍ ፡ ክፍልፍሎች ፡ የምታደርጉት ፡ ስትኾኑ ፡ ማን ፡ አወረደው? (የወደዳችኋትን) ፡ ትገልጹታላችሁ ፡ ብዙውንም ፡ ትደብቃላችሁ ፤ እናንተም ፡ አባቶቻችሁም ፡ ያላወቃችሁትን ፡ ተስተማራችሁ ፤

92 አላህ ፡ (አወረደው) ፡ በላቸው ። ከዚያም ፡ በውሸታቸው ፡ ውስጥ ፡ የሚጫወቱ ፡ ሲኾኑ ፡ ተዋቸው ። ይህም ፡ ያወረድነው ፡ የኾነ ፡ ብሩክ ፡ ያንንም ፡ በፊቱ ፡ የነበረውን ፡ (መጽሐፍ) ፡ አረጋጋጭ ፡ መጽሐፍ ፡ ነው ፤ የከተሞችን ፡ እናት ፡ (መካን) ፡ እና ፡ በዙሪያዎቹ ፡ ያሉትንም ፡ ሰዎች ፡ ልታስጠነቅቅበት ፡ (አወረድነው) ፤ እነዚያም ፡ በመጨረሻይቱ ፡ ዓለም ፡ የሚያምኑት ፡ እነርሱ ፡ በሰላታቸው ፡ ላይ ፡ የሚጠባበቁ ፡ ሲኾኑ ፡ በርሱ ፡ ያምናሉ ።

93 በአላህም ፡ ላይ ፡ እብሉትን ፡ ከቀጣጠፈ ፡ ወይም ፡ ወደርሱ ፡ ምንም ፡ ያልተወረደለት ፡ ሲኾን ፡ ወደኔ ፡ ተወረደልኝ ፡ ካለና ፡— አላህም ፡ ያወረደውን ፡ ብጤ ፡ በእርግጥ ፡ አወርዳለሁ ፡ ካለ ፡ ሰው ፡ ይበልጥ ፡ በዳይ ፡ ማን ነው? በደለኞችንም ፡ በሞት ፡ መከራዎች ፡ ውስጥ ፡ በኾኑ ፡ ጊዜ ፡ መላእክት ፡ እጆቻቸውን ፡ ዘርጊዎች ፡ ኾነው ፡ (ለቅጥጥ) ፡ ነፍሶቻችሁን ፡ አውጡ ፤ በአላህ ፡ ላይ ፡ እውነት ፡ ያልኾነን ፡ ነገር ፡ ትናገሩ ፡ በነበራችሁትና ፡ ከእንቀጽቹም ፡ ትኮሩ ፡ በነበራችሁት ፡ ምክንያት ፡ ዛሬ ፡ የውርደትን ፡ ቅጣት ፡ ትመነዳላችሁ ፡ (የሚሏቸው ፡ ሲኾኑ) ፡ ብታይ ፡ ኖሮ ፡ (አስደናቂን ፡ ነገር ፡ ባየህ ፡ ነበር)።

94 መጀመሪያም ፡ ጊዜ ፡ እንደ ፡ ፈጠርኛችሁ ፡ ሆናችሁ ፡ የሰጠኛችሁን ፡ ሁሉ ፡ በጀርባዎቻችሁ ፡ ጳላ የተዋችሁ ፡ ስትኾኑ ፡ ለየብቻችሁ ፡ ሆናችሁ ፡ በእርግጥ ፡ መጣችሁን ፤ እነዚያንም ፡ እነሱ ፡ በናንተ ፡ ውስጥ ፡ (ለአላህ) ፡ ተጋሪዎች ፡ ናቸው ፡ የምትሉዋቸውን ፡ አማላጆቻችሁን ፡ ከናንተ ፡ ጋር ፡ አናይም ፤ ግንኙነታችሁ ፡ በእርግጥ ፡ ተቋረጠ ፤ ከናንተም ፡ ያ ፡ (ያማልደናል) ፡ የምትሉት ፡ ጠፋ ፡ (ይባላሉ) ።

95 አላህ ፡ ቅንጣትንና ፡ የፍሬን ፡ አጥንት ፡ ፈልቃቂ ፡ ነው ፡ ሕያውን ፡ ከሙት ፡ ያወጣል ፤ ሙትንም ፡ ከሕያው ፡ አውጧል ፡ ነው ፤ ይኸችሁ ፡ አላህ ፡ ነው ፤ ታዲያ ፡ (ከእምነት) ፡ እንዴት ፡ ትመለላላችሁ?

96 እርሱም ፡ ጎህን ፡ (ከሌሊት ፡ ጨለማ) ፡ ፈልቃቂ ፡ ሌሊትንም ፡ ማረፊያ ፡ ፀሐይንና ፡ ጨረቃንም ፡ (ለጊዜ) ፡ መቀጠሪያ ፡ አድራጊ ፡ ነው ፤ ይህ ፡ የአሸናፊው ፡ የዐዋቂው ፡ ድርጅት ፡ ነው ።

97 እርሱም ፡ ያ ፡ ከዋክብትን ፡ በየብሰና ፡ በባሕር ፡ ጨለማዎች ፡ ውስጥ ፡ በርሷ ፡ ትመሩ ፡ ዘንድ ፡ ለናንተ ፡ ያደረገ ፡ ነው ፤ ለሚያውቁ ፡ ሕዝቦች ፡ አንቀጾችን ፡ በእርግጥ ፡ ዘረዘርን ።

98 እርሱም ፡ ያ ፡ ከአንዲት ፡ ነፍስ ፡ ያስገኛችሁ ፡ ነው ፤ (በማሕፀን) ፡ መርጊያና ፡ (በጀርባ) ፡ መቀመጫም ፡ (አላችሁ) ፤ ለሚያውቁ ፡ ሕዝቦች ፡ አንቀጾችን ፡ በእርግጥ ፡ ዘረዘርን ።

99 እርሱም ፡ ያ ፡ ከሰማይ ፡ ውሃን ፡ ያወረደ ፡ ነው ፤ በርሱም ፡ የነገሩን ፡ ሁሉ ፡ በቃይ ፡ አወጣን ፤ የተደራረበንም ፡ ቅንጣት ፡ ከርሱ ፡ የምናወጣ ፡ የኾነን ፡ ለምለም ፡ (አዝመራ) ፡ ከርሱ ፡ አወጣን ፤ ከዘንባባም ፡ ከእንቡጧ ፡ የተቀራረቡ ፡ የኾኑ ፡ ዘለላዎች ፡ አልሉ ፤ ከወይኖችም ፡ ከወይራም ፡ ከሩማንም ፡ (ቅጠላቸው) ፡ ተመሳሳይና ፡ (ፍሬያቸው) ፡ የማይመሳሰል ፡ ሲኾኑ ፡ አትክልቶችን ፡ (አወጣን) ፤ ባፈራ ፡ ጊዜ ፡ ወደ ፍሬውና ፡ ወደ ፡ መብሰሉ ፡ ተመልከቱ ፤ በይሃችሁ ፡ ለሚያምኑ ፡ ሕዝቦች ፡ ምልክቶች ፡ አልሉ ።

100 ለአላህም ፡ አጋንንትን ፡ የፈጠራቸው ፡ ሲኾን ፡ (በመታዘዝ) ፡ ተጋሪዎች ፡ አደረጉ ፤ ወንዶች ፡ ልጆችንና ፡ ሴቶች ፡ ልጆችንም ፡ ያለ ፡ ዕውቀት ፡ ለርሱ ፡ ቀጠፉ ፤ (አላህ)

ጥራት ፡ የተገባው ፡ ከሚሉት ፡ ነገር ፡ የላቀ ፡ ነው ።

101 (እርሱ) ፡ ሰማያትንና ፡ ምድርን ፡ ያለ ፡ ብጤ ፡ ፈጣሪ ፡ ነው ፤ ለርሱ ፡ ሚስት ፡ የሌላችው ፡ ሲኾን ፡ እንዴት ፡ ለርሱ ፡ ልጅ ፡ ይኖረዋል? ነገርንም ፡ ሁሉ ፡ ፈጠረ ፤ እርሱም ፡ ነገሩን ፡ ሁሉ ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ።

102 ይኸችሁ ፡ ጌታችሁ ፡ አላህ ፡ ነው ፤ ከርሱ ፡ በቀር ፡ አምላክ ፡ የለም ፤ ነገርን ፡ ሁሉ ፡ ፈጣሪ ፡ ነው ፤ ስለዚህ ፡ ተገዙት ፤ እርሱም ፡ በነገሩ ፡ ሁሉ ፡ ላይ ፡ ተጠባባቂ ፡ ነው ።

103 ዓይኖች ፡ አያገኙትም ፤ (አያዩትም) ፤ እርሱም ፡ ዓይኖችን ፡ ያያል ፤ እርሱም ፡ ርኅራኄው ፡ ረቂቁ ፡ ውስጠ ፡ ዐዋቂው ፡ ነው ።

104 —ከጌታችሁ ፡ ዘንድ ፡ ብርሃኖች ፡ በእርግጥ ፡ መጡላችሁ ፤ የተመለከተም ፡ ሰው ፡ (ጥቅሙ) ፡ ለነፍሱ ፡ ብቻ ፡ ነው ፤ የታወረም ፡ ሰው ፡ (ጉዳቱ) ፡ በራሱ ፡ ላይ ፡ ብቻ ፡ ነው ፤ እኔም ፡ በናንተ ፡ ላይ ፡ ጠባቂ ፡ አይደለሁም ፡ (በላቸው) ።

105 እንደዚሁም ፡ (እንዲገመግሙና ፡ ያለፉትን ፡ መጽሐፍት) ፡ አጥንተሃልም ፡ እንዲሉ ፡ ለሚያውቁ ፡ ሕዝቦችም ፡ (ቁርአንን) ፡ እንደናብራራው ፡ አንቀጾችን ፡ እንገልጻለን ።

106 ከጌታህ ፡ ወደ ፡ አንተ ፡ የተወረደውን ፡ ተከተል ፤ ከርሱ ፡ በቀር ፡ አምላክ ፡ የለም ፤ አጋሪዎችንም ፡ ተዋቸው ።

107 አላህም ፡ በሻ ፡ ኖሮ ፡ ባላጋሩ ፡ ነበር ፤ በነሱም ፡ ላይ ፡ ጠባቂ ፡ ነው ።

- አላደረግንህም ፤ አንተም ፡ በነሱ ፡ ላይ ፡ ጎላፊ ፡ አይደለህም ።
- 108 እነዚያንም ፡ ከአላህ ፡ ሌላ ፡ የሚግዙቸውን ፡ (ጣዖታትን) ፡ አትሰደቡ ፡ ድንበርን ፡ በማለፍ ፡ ያለ ፡ ዕውቀት ፡ አላህን ፡ ይሰድባሉና ፤ እንደዚህ ፡ ለሕዝቦች ፡ ሁሉ ፡ ሥራቸውን ፡ ደግ ፡ አስመሰልንላቸው ፤ ከዚያም ፡ መመለሻቸው ፡ ወደ ፡ ጌታቸው ፡ ነው ፤ ይሠሩት ፡ የነበሩትንም ፡ ሁሉ ፡ ይነግራቸዋል ።
- 109 ታምርም ፡ ብትመጣላቸው ፡ በርሷ ፡ በቁርጥ ፡ ሊያምኑ ፡ ጥብቅ ፡ መሐሎቻቸውን ፡ በአላህ ፡ ማሉ ፤ ታምራት ፡ ሁሉ ፡ አላህ ፡ ዘንድ ፡ ናት ፡ በላቸው ፤ እርሷ ፡ በመጣች ፡ ጊዜም ፡ አለማመናቸውን ፡ (ወይም ፡ ማመናቸውን) ፡ ምን ፡ አላወቃችሁ ?
- 110 በመጀመሪያም ፡ ጊዜ ፡ በርሱ ፡ እንዳላመኑ ፡ ሁሉ ፡ ልቦቻቸውንና ፡ ዓይኖቻቸውን ፡ እናገላብጣለን ። (1) በጥመታቸውም ፡ ውስጥ ፡ የሚዋልሉ ፡ ሲኾኑ ፡ እንተዋቸዋለን ።

* * *

- 111 እኛም ፡ ወደነርሱ ፡ መላእክትን ፡ ባወረድን ፡ ሙታንም ፡ ባነጋገሩቸው ፡ ነገሩንም ፡ ሁሉ ፡ ጭፍራ ፡ ጭፍራ ፡ እድርገን ፡ በነሱ ፡ ላይ ፡ በሰበሰቡን ፡ ኖሮ ፡ አላህ ፡ ካልሻ ፡ በስተቀር ፡ የሚያምኑ ፡ ባልኾኑ ፡ ነበር ። ግን ፡ አብዛኞቻቸው ፡ (ይህንን) ፡ ይስታሉ ።
- 112 እንደዚህም ፡ ለነቢዩ ፡ ሁሉ ፡ ከሰውና ፡ ከጋኔን ፡ የኾኑን ፡ ሰይጣ

1 እውነትን ፡ አያውቁም ፡ አያዩምም ።

- ናት ፡ ጠላት ፡ አደረግን ፤ ከፊላቸው ፡ ወደ ፡ ከፊሉ ፡ ለማታለል ፡ ልብሰብሰበን ፡ ቃል ፡ ይጥላሉ ፤ ጌታህም ፡ በሻ ፡ ኖሮ ፡ ባልሠሩት ፡ ነበር ። ከቅጥፈታቸውም ፡ ጋር ፡ ተዋቸው ።
- 113 (የሚጥሉትም ፡ ሊያታልሉና) ፡ የነዚያም ፡ በመጨረሻይቱ ፡ ሕይወት ፡ የማያምኑት ፡ ሰዎች ፡ ልቦች ፡ ወደርሱ ፡ እንዲያዘነብሉ ፡ እንዲወዱትም ፡ እነርሱ ፡ ይቀጥፉ ፡ የነበሩትንም ፡ እንዲቀጣጥፉ ፡ ነው ።
- 114 እርሱ ፡ ያ ፡ መጽሐፉን ፡ የተብራራ ፡ ኾኖ ፡ ወደናንተ ፡ ያወረደ ፡ ሲኾን ፡ ከአላህ ፡ ሌላ ፡ ዳኛን ፡ እፈልጋለሁን ? (በላቸው) ፤ እነዚያም ፡ መጽሐፍን ፡ የሰጠናቸው ፡ እርሱ ፡ ከጌታህ ፡ ዘንድ ፡ በእውነት ፡ የተወረደ ፡ መኾኑን ፡ ያውቃሉ ፡ ከተጠራጣሪዎቹም ፡ አትኾን ።
- 115 የጌታህም ፡ ቃላት ፡ እውነተኛና ፡ ትክክለኛ ፡ ስትኾን ፡ ተፈጸመች ፡ ለቃላቱ ፡ ለዋጭ ፡ የለም ፡ እርሱም ፡ ሰሚው ፡ ዐዋቂው ፡ ነው ።
- 116 በምድርም ፡ ካሉት ፡ ሰዎች ፡ አብዛኞቹን ፡ ብትከተል ፡ ከአላህ ፡ መንገድ ፡ ያሳስቱሃል ። ጥርጣሬን ፡ እንጅ ፡ ሌላን ፡ አይከተሉም ። እነርሱም ፡ የሚዋሹ ፡ እንጂ ፡ ሌላ ፡ አይደሉም ።
- 117 ጌታህ ፡ እርሱ ፡ ከመንገዱ ፡ የሚሳሳቱትን ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ። እርሱም ፡ ተመሪዎቹን ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ።
- 118 በአንቀጾቹም ፡ አማኞች ፡ እንደኾናችሁ ፡ (ሲታረዱ) ፡ የአላህ ፡ ስም ፡ በርሱ ፡ ላይ ፡ ከተወሳበት ፡ እንስሳ ፡ ብሉ ።

- 119 ወደርሱም ፡ (መብላት) ፡ ከተገደዳችሁበት ፡ በስተቀር ፡ በናንተ ፡ ላይ ፡ እርም ፡ የተደረገውን ፡ ለናንተ ፡ (አላህ) ፡ በእርግጥ ፡ የዘረዘረ ፡ ሲኾን ፡ ከዚያ ፡ በርሱ ፡ ላይ ፡ የአላህ ፡ ስም ፡ ከተጠራበት ፡ የማትበሉት ፡ ለናንተ ፡ ምን ፡ (ምክንያት) ፡ አላችሁ ? ብዙዎቹም ፡ ያለ ፡ ዕውቀት ፡ በዝንባሌዎቻቸው ፡ ያሳስታሉ ፤ ጌታህ ፡ እርሱ ፡ ወሰን ፡ አላፈጸቹን ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ።
- 120 የኃጢአትንም ፡ ግልጹንም ፡ ድብቁንም ፡ ተውዉ ፤ እነዚያ ፡ ኃጢአትን ፡ የሚሠሩ ፤ ይሠሩት ፡ በነበሩት ፡ ነገር ፡ በእርግጥ ፡ ይቅቀጣሉ ።
- 121 በርሱም ፡ ላይ ፡ የአላህ ፡ ስም ፡ ካልተጠራበት ፡ ነገር ፡ አትብሉ ፤ እርሱም ፡ በእርግጥ ፡ አመጥ ፡ ነው ፤ ሰይጣናትም ፡ ወደ ፡ ወዳጆቻቸው ፡ (በክትን ፡ በመብላት) ፡ ይከራከሯችሁ ፡ ዘንድ ፡ ያሾክሹካሉ ፤ ብትታዘዙቸውም ፡ እናንተ ፡ በእርግጥ ፡ አጋሪዎች ፡ ናችሁ ።
- 122 ሙት ፡ የነበረና ፡ ሕያው ፡ ያደረግነው ፡ ለርሱም ፡ በሰዎች ፡ መካከል ፡ በርሱ ፡ የሚኼድበትን ፡ ብርግን ፡ ያደረግንለት ፡ ሰው ፡ በጨለማዎች ፡ ውስጥ ፡ ከርሷ ፡ የማይወጣ ፡ ኾኖ ፡ እንዳልለ ፡ ሰው ፡ ብጤ ፡ ነውን ? እንደዚህ ፡ ለከሓዲዎች ፡ ይሠሩት ፡ የነበሩት ፡ ነገር ፡ ተጊጠላቸው ።
- 123 እንደዚህም ፡ (1) በየከተማይቱ ፡ በውስጡ ፡ ያሴሩ ፡ ዘንድ ፡ የተንኮለኞቻቸውን ፡ ታላላቆች ፡ አደረግን ፤

1 በመካ ፡ ታላላቅ ፡ አመጾችን ፡ እንዳደረግን ።

- በነፍሶቻቸውም ፡ ላይ ፡ እንጅ ፡ በሌላ ፡ ላይ ፡ አያሴሩም ፤ (1) ግን ፡ አያውቁም ።
- 124 ታምርም ፡ በመጣቻቸው ፡ ጊዜ ፡ የአላህ ፡ መልክተኞች ፡ የተሰጡትን ፡ ብጤ ፡ እስክንሰጥ ፡ ድረስ ፡ በፍጹም ፡ አናምንም ፡ አሉ ፤ አላህ ፡ መልክቱን ፡ የሚያደርግበትን ፡ ስፍራ ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ፤ እነዚያን ፡ ያምመጡትን ፡ ሰዎች ፡ ይደልቱ ፡ በነበሩት ፡ ነገር ፡ አላህ ፡ ዘንድ ፡ ውርደትና ፡ ብርቱ ፡ ቅጣት ያገኛቸዋል ።
- 125 አላህም ፡ ሊመራው ፡ የሚሻውን ፡ ሰው ፡ ደረቱን ፡ (ልቡን) ፡ ለኢስላም ፡ ይከፍትሰታል ፤ ሊያጠመውም ፡ የሚሻውን ፡ ሰው ፡ ደረቱን ፡ ጠባብ ፡ ቸጋራ ፡ ወደ ፡ ሰማይ ፡ ለመውጣት ፡ እንደሚታገል ፡ ያደርገዋል ። እንደዚህ ፡ አላህ ፡ በነዚያ ፡ በማያምኑት ፡ ላይ ፡ ርክስትን ፡ ያደርጋል ።
- 126 ይህም ፡ (ያለህበት) ፡ ቀጥተኛ ፡ ሲኾን ፡ የጌታህ ፡ መንገድ ፡ ነው ፤ ለሚያስታውሱ ፡ ሕዝቦች ፡ እንቀጾችን ፡ በእርግጥ ፡ ዘርዝረናል ።
- 127 ለነርሱ ፡ በጌታቸው ፡ ዘንድ ፡ የሰላም ፡ አገር ፡ አላቸው ፤ እርሱም ፡ (ጌታህ) ፡ ይሠሩት ፡ በነበሩት ፡ ምክንያት ፡ ረዳታቸው ፡ ነው ።
- 128 ሁሉንም ፡ የሚሰበስብባቸውንም ፡ ቀን ፡ (አስታውስ) ፡— ያጋንንት ፡ ጭፍሮች ፡ ሆይ ! ከሰዎች ፡ (ጭፍራን ፡ በማጥመም) ፡ በእርግጥ ፡ አበዛችሁ ፡ (ይባላሉ) ፤ ከሰዎችም ፡ የኾኑት ፡ ወዳጆቻቸው ፡— ጌታችን ፡ ሆይ ! ከፊላችን ፡ በከፊሉ ፡

1 ጉዳቱ ፡ ወደነሱው ፡ ይመለሳልና ።

ተጠቀመ ፤ (1) ያንንም ፡ ለኛ ፡ የወሰንክልንን ፡ ጊዜያችንን ፡ ደረሰን ፡ ይላሉ ፤ እሳት ፡ አላህ ፡ የሻው ፡ ጊዜ ፡ ሲቀር ፡ በውስጡ ፡ ዘውታሪዎች ፡ ስትኾኑ ፡ መኖሪያችሁ ፡ ናት ፡ ይላቸዋል ፤ ጌታህ ፡ ጥበበኛ ፡ ዐዋቂ ፡ ነውና ።

129 እንደዚሁም ፡ የበደለኞችን ፡ ከፊል ፡ በከፊሉ ፡ ላይ ፡ ይሠሩት ፡ በነበሩት ፡ ጥፋት ፡ ምክንያት ፡ እንሾማለን ።

130 የጋኔንና ፡ የሰዎች ፡ ጭፍሮች ፡ ሆይ ! ፡—አንቀጾችን ፡ በናንተ ፡ ላይ ፡ የሚተርኩ ፡ የዚህንም ፡ ቀናችሁን ፡ (ቅጣት) ፡ ግግኘትን ፡ የሚያስፈራራዎችሁ ፡ ከናንተው ፡ የኾኑ ፡ መልክተኞች ፡ አልመጧችሁምን ? (ይባላሉ) ፤ በነፍሶቻችን ፡ ላይ ፡ መሰከርን ፤ (መጥተውልናል) ፡ ይላሉ ፤ የቅርብነት ፡ ሕይወት ፡ አታለላቸው ፤ በነፍሶቻቸውም ፡ ላይ ፡ እነርሱ ፡ ከሐዲዎች ፡ የነበሩ ፡ መኾናቸውን ፡ መሰከሩ ።

131 ይህ ፡ ጌታህ ፡ ከተሞችን ፡ ባለቤቶችዎ ፡ ዘንጊዎች ፡ ኾነው ፡ ሳሉ ፡ (2) በበደል ፡ ምክንያት ፡ አጥፊ ፡ ባለመኾኑ ፡ ነው ።

132 ለሁሉም ፡ ከሠሩት ፡ ሥራ ፡ (የተበላላጡ) ፡ ደረጃዎች ፡ አልጓቸው ፤ ጌታህም ፡ ከሚሠሩት ፡ ሁሉ ፡ ዘንጊ ፡ አይደለም ።

133 ጌታህም ፡ ተብቃቂ ፡ የእዝነት ፡ ባለ ፡ ቤት ፡ ነው ፤ ቢሻ ፡ ያስወግዳችኋል ፤ (ያጠፋችኋል) ፤ ከሌሎች ፡ ሕዝቦችም ፡ ዘሮች ፡ እንዳ

1 ጋኔኖች ፡ ስንጠበቅባቸው ፡ ይጠብቁናል ፡ እኛም ፡ እንታዘዛቸዋለን ።
2 አስጠንቃቂ ፡ መልክተኛ ፡ ሳይመጣቸው ።

ስገኛችሁ ፡ ከበኋላችሁ ፡ የሚሻውን ፡ ይተካል ።

134 የምትቀጠሩት ፡ ሁሉ ፡ በእርግጥ ፡ መጪ ፡ ነው ፤ እናንተም ፡ አምላጮች ፡ አይደላችሁም ።

135 —ሕዝቦቹ ፡ ሆይ ! በችሎታችሁ ፡ ላይ ፡ ሥሩ ፤ እኔ ፡ (በችሎታዬ ፡ ላይ) ፡ ሠሪ ፡ ነኝና ፤ ምስጢራዬ ፡ አገር ፡ (ገነት) ፡ ለርሱ ፡ የምትኾንለት ፡ ሰው ፡ ማን ፡ እንደኾነ ፡ ወደ ፡ ፊት ፡ ታውቃላችሁ ፤ እነሆ ፡ በደለኞች ፡ አይደኑም ፡ በላቸው ።

136 ለአላህም ፡ ከፈጠረው ፡ ከአዝመራና ፡ ከግመል ፡ ከኩብት ፡ ከፍየልም ፡ ድርሻን ፡ (1) አደረጉ ፤ በሐሳባቸውም ፡ ይህ ፡ ለአላህ ፡ ነው ፤ ይህም ፡ ለተጋሪዎቻችን ፡ ነው ፡ ለተጋሪዎቻቸውም ፡ (ለጣዖታት) ፡ የኾነው ፡ ነገር ፡ ወደ ፡ አላህ ፡ አይደርስም ፤ ለአላህም ፡ የኾነው ፡ እርሱ ፡ ወደ ፡ ተጋሪዎቻቸው ፡ ይደርሳል ፡ አሉ ፤ የሚፈርዱት ፡ ፍርድ ፡ ከፋ !

137 እንደዚሁም ፡ ከአጋሪዎቹ ፡ ለብዙዎቹ ፤ ተጋሪዎቻቸው ፡ ሊያጠፋቸው ፡ ሃይማኖታቸውንም ፡ በነሱ ፡ ላይ ፡ ሊያቀላቅሉባቸው ፡ (ሊያመሳስሉባቸው) ፡ ልጆቻቸውን ፡ መግደልን ፡ አሳመሩላቸው ፡ አላህም ፡ በሻ ፡ ኖሮ ፡ ባልሠሩት ፡ ነበር ፤ ከቅጥፈታቸውም ፡ ጋር ፡ ተዋቸው ።

138 በሐሳባቸውም ፡ ይህች ፡ እርም ፡ የኾነች ፡ ለማዳ ፡ እንስሳና ፡ አዝመራ ፡ ናት ፤ የምንሻው ፡ ሰው ፡ እንጂ ፡ ሌላ ፡ አይበላትም ፤ (ይህች) ፡ ጀርባችን ፡ እርም ፡ የተደረገች ፡ ለማዳ ፡ እንስሳም ፡ ናት ፡ ለሚያጋሩዋቸውም ፡ ጣዖታት ፡ ድርሻን ።

1 ለሚያጋሩዋቸውም ፡ ጣዖታት ፡ ድርሻን ።

(አትጫንም ፡ ይኸች) ፡ በርሷ ፡ ላይ ፡ የአላህን ፡ ስም ፡ (ስትታረድ) ፡ የማይጠሩባትም ፡ እንስሳ ፡ ናት ፡ አሉ ። በርሱ ፡ ላይ ፡ ለመቅጠፍ ፡ (ነገሩን ፡ ወደ ፡ አላህ ፡ አስጠጉ) ፤ ይቀጥፋት ፡ በነበሩት ፡ ነገር ፡ በእርግጥ ፡ ይቀጣቸዋል ።

139 —በነዚህም ፡ እንስሶች ፡ ሆዶች ፡ ውስጥ ፡ ያለው ፡ ለወንዶቻችን ፡ በተለይ ፡ የተፈቀደ ፡ ነው ፤ በሚስቶቻችንም ፡ ላይ ፡ እርም ፡ የተደረገ ፡ ነው ፤ ሙትም ፡ ቢኾን ፡ (ሙት ፡ ኾኖ ፡ ቢወለድ) ፡ እነርሱ ፡ (ወንዶቹም ፡ ሴቶቹም) ፡ በርሱ ፡ ተጋሪዎች ፡ ናቸው ፡ አሉ ፤ በመቅጠፋቸው ፡ አላህ ፡ በእርግጥ ፡ ይቀጣቸዋል ፤ እርሱ ፡ ጥበበኛ ፡ ዐዋቂ ፡ ነውና ።

140 እነዚያ ፡ ያለ ፡ ዕውቀት ፡ በሞኝነት ፡ ልጆቻቸውን ፡ የገደሉና ፡ አላህም ፡ የሰጣቸውን ፡ (ሲሳይ) ፡ በአላህ ፡ ላይ ፡ በመቅጠፍ ፡ እርም ፡ ያደረጉ ፡ በእርግጥ ፡ ከሰሩ ፤ በእርግጥ ፡ ተሳሳቱ ፤ ተመሪዎችም ፡ አልነበሩም ።

141 እርሱም ፡ ያ ፡ ዳስ ፡ የሚደረግላቸውንና ፡ ዳስ ፡ የማይደረግላቸውን ፡ አትክልቶች ፡ የፈጠረ ፡ ነው ፤ ዘምባሳንም ፡ (የተምርን ፡ ዛፍ) ፡ አዝመራንም ፡ ፍሬዎቹ ፡ የተለያዩ ፡ ሲኾኑ ፡ ወይራንና ፡ ሩማንንም ፡ (ቅጠላቸው) ፡ ተመሳሳይና ፡ (ጣዕማቸው) ፡ የማይመሳሰል ፡ ሲኾኑ ፡ (ፈጠረ) ፤ ባፈራ ፡ ጊዜ ፡ ከፍሬው ፡ ብሉ ፤ ባጨዳውም ፡ ቀን ፡ ተገቢውን ፡ (ዘካ) ፡ ስጡ ፤ አታባክኑም ፤ እርሱ ፡ አባካኞችን ፡ አይወድምና ።

142 ከለማዳ ፡ እንስሳዎችም ፡ የሚጫኑትንና ፡ የማይጫኑትን ፡ (ፈጠረ) ፡ አላህ ፡ ከሰጣችሁ ፡ ሲሳይ ፡ ብሉ ፤ የሰይጣንንም ፡ እርምጃዎች ፡ አትከተሉ ፤ እርሱ ፡ ለናንተ ፡ ግልጽ ፡ ጠላት ፡ ነውና ።

143 ስምንትን ፡ ዓይነቶች ፡ ከበግ ፡ ሁለትን ፡ (ወንድና ፡ ሴትን) ፡ ከፍየልም ፡ ሁለትን ፡ (ፈጠረ ፤ ከሁለቱም ፡ ክፍሎች ፡ አላህ) ፡ ወንዶቹን ፡ እርም ፡ አደረገን ፡ ወይስ ፡ ሴቶቹን ? ወይስ ፡ በርሱ ፡ ላይ ፡ የሁለቱ ፡ ሴቶች ፡ ማሕፀኖች ፡ ያጠቃለሉትን ? እውነተኞች ፡ እንደሆናችሁ ፡ በዕውቀት ፡ (በአስረጅ) ፡ ንገሩኝ ፡ በላቸው ።

144 ከግመልም ፡ ሁለትን ፡ ከከብትም ፡ ሁለትን ፡ (ፈጠረ) ፤ አላህ ፡ (ከሁለቱ) ፡ ወንዶቹን ፡ እርም ፡ አደረገን ፡ ወይስ ፡ ሴቶቹን ? ወይስ ፡ የሁለቱ ፡ ሴቶች ፡ ማሕፀኖች ፡ በርሱ ፡ ላይ ፡ ያጠቃለሉትን ? በውነቱ ፡ አላህ ፡ በዚህ ፡ ባዘዛችሁ ፡ ጊዜ ፡ የተጣዳችሁ ፡ ነበራችሁን ? ሰዎችንም ፡ ያለዕውቀት ፡ ሊያጠም ፡ በአላህ ፡ ላይ ፡ ውሸትን ፡ ከቀጠፈ ፡ ሰው ፡ ይበልጥ ፡ በደለኛ ፡ ማን ፡ ነው ? አላህ ፡ በደለኞችን ፡ ሕዝቦች ፡ (ቅኑን ፡ መንገድ) ፡ አይመራም ።

145 (ሙሐመድ ፡ ሆይ!) በላቸው ፡— ወደኔ ፡ በተወረደው ፡ ውስጥ ፡ በክት ፡ ወይም ፡ ፈሳሽ ፡ ደም ፡ ወይም ፡ የአሳማ ፡ ስጋ ፡ እርሱ ፡ ርኩስ ፡ ነውና ፡ ወይም ፡ በአመጥ ፡ ከአላህ ፡ ስም ፡ ሌላ ፡ በርሱ ፡ ላይ ፡ የተወሳበት ፡ ካልኾነ ፡ በስተቀር ፡ በሚመገበው ፡ ተመጋቢ ፡ ላይ ፡ እርም ፡ የኾነን ፡ ነገር ፡ አላገኝም ፤

አመጠኛና : ወሰን : ያለፈ : ላይ
 ሽንግም : የተገደደ : ሰው : (ከተወ
 ሱት : ቢበላ : ኃጢአት : የለበ
 ትም) : ጌታህ : መሐሪ : አዛኝ :
 ነውና ።

146 በነዚያም : ይሁዳውያን : በሾነት :
 ላይ : ባለ : ጥፍርን : (1) ሁሉ :
 እርም : አደረግን ፤ ከከብት : ከፍ
 የልና : ከበግም : ሞራዎቻቸውን :
 ጀርባቻቸው : ወይም : እንጀቶቻ
 ቸው : የተሸከሙት : ወይም :
 በአጥንት : የተቀላቀለው : (ሰብ) :
 ሲቀር : በነርሱ : ላይ : እርም :
 አደረግን ፤ ይህንን : በአመጸቸው :
 ምክንያት : ቀጣናቸው ፤ እኛም :
 እውነተኛች : ነን ።

147 ቢያስተባብሩህም :— ጌታችሁ :
 የሰፊ : ችግር : ባለቤት : ነው ፤
 ብርቱ : ቅጣቱም : ከአመጠኞች :
 ሕዝቦች : ላይ : አይመለስም :
 በላቸው ።

148 እነዚያ : ያጋሩት : አላህ : በሻ :
 ኖሮ : እኛም : አባቶቻችንም :
 ባላጋራን : ነበር ፤ አንዳችንም :
 ነገር : እርም : ባላደረግን : ነበር :
 ይላሉ ፤ እንደዚሁ : (እነዚህ : እን
 ደዋሹ) : እነዚያ : ከበፊታቸው :
 የነበሩት : ብርቱ : ቅጣታችንን :
 እስከቀመሱ : ድረስ : አስተባባ
 ሉ ፤ ለኛ : ታዘልቁልን : ዘንድ :
 (ማጋራታችሁን : ለመውደዱ) :
 እናንተ : ዘንድ : ዕውቀት : አለን?
 ጥርጣሬን : እንጅ : ሌላ : አትከ
 ተሉም ፤ እናንተ : ዋሾዎች :
 እንጂ : ሌላ : አይደላችሁም :
 በላቸው ።

149 የተሟላው : ማስረጃ : የአላህ :
 ነው ፤ በሻም : ኖሮ : ሁላችሁ

ንም : ባቀናችሁ : ነበር : በላቸው።
 150 —እነዚያን : አላህ : ይህን :
 እርም : ማድረጉን : የሚመስክሩ
 ትን : ምስክርቻችሁን : አምጡ :
 በላቸው ፤ ቢመስክሩም : ከነርሱ :
 ጋር : አትመስክር ፤ (1) የነዚያ
 ንም : በአንቀጾቻችን : ያስተባባ
 ሉትን : የነዚያንም : እነርሱ :
 በጌታቸው : (ሌላን) : የሚያስተ
 ካክሉ : ሲሾኑ : በመጨረሻይቱ :
 ዓለም : የማያምኑትን : ሰዎች :
 ዝንባሌዎች : አትከተል ።

151 —ት ፤ ጌታችሁ : በናንተ : ላይ :
 እርም : ያደረገውን : ነገር : (በር
 ሱም : ያዘዛችሁን) : ላንብብላ
 ችሁ : በላቸው ፤ በርሱ : (በአ
 ላህ) : ምንም : ነገር : አታጋሩ ፤
 ለወላጆችም : በጎን : ሥራ :
 (ሥሩ) ፤ ልጆቻችሁንም : ከድኸ
 ነት : (ፍራቻ) : አትግደሉ ፤ እኛ :
 እናንተንም : እነርሱንም : እንመ
 ግባችኋለንና ፤ መጥፎ : ሥራዎ
 ችንም : ከርሷ : የተገለጸውንም :
 የተደበቀውንም : ሁሉ : አትቅ
 ረቡ ፤ ያችንም : አላህ : እርም :
 ያረጋትን : ነፍስ : በሕግ : ቢሾን :
 እንጅ : አትግደሉ ፤ ይሃችሁ :
 ታውቁ : ዘንድ : (አላህ) : በርሱ :
 አዘዛችሁ ።

152 የየቲምንም : ገንዘብ : ብርታ
 ቱን : (አካለ : መጠን) : እስኪደ
 ርስ : ድረስ : በዚያች : እርሷ :
 መልካም : በሾነች : ሽኔታ :
 እንጅ : አትቅረቡ ፤ ስፍርንና :
 ሚዛንንም : በትክክሉ : ምሉ ፤
 ነፍስን : ችሎታዎን : እንጂ : አና
 ስገድድም ፤ በተናገራችሁም :
 ጊዜ : በዘመዶቻችሁ : ላይ : ቢሾ

ንም : እንኳ : (እውነትን : በመና
 ገር) : አስተካክሉ ፤ በአላህም :
 ቃል : ኪዳን : ምሉ ፤ ይኸችሁ :
 ትገሠጹ : ዘንድ : በርሱ : አዘዛ
 ችሁ ።

153 ይህም : ቀጥተኛ : ሲሾን : መን
 ገዴ : ነው ፤ ተከተሉትም ፤ (የጥ
 መት) : መንገዶችንም : አትከ
 ተሉ ፤ ከ(ቀጥተኛው) : መንገዱ :
 እናንተን : ይለያዩዎችኋልና ።
 ይኸችሁ : ትጠነቀቁ : ዘንድ :
 በርሱ : አዘዛችሁ ።

154 ከዚያም : ለሙሳ : በዚያ : መል
 ካም : በሠራው : ላይ : (ጸጋች
 ንን) : ለማሟላት : ነገርንም :
 ሁሉ : ለመዘርዘር : መጽሐፉን :
 (ለእስራኤል : ልጆች) : መሪና :
 እዝነት : ይሾን : ዘንድ : ሰጠ
 ነው ፤ እነርሱ : በጌታቸው : መን
 ናኘት : ሊያምኑ : ይከጀላልና ።

155 ይህም : ያወረድነው : የሾን : የተ
 ባረከ : መጽሐፍ : ነው ፤ ተከተሉ
 ትም ፤ ይታዘንላችሁም : ዘንድ :
 (ከክሕደት) : ተጠንቀቁ ።

156 (ያወረድነውም) : መጽሐፍ : የተ
 ወረደው : ከፊታችን : በሁለቱ :
 ጭፍሮች : (1) ላይ : ብቻ : ነው ፤
 እኛም : ከንባባቸው : ዘንጊዎች :
 ነበርን : እንዳትሉ : ነው ።

157 ወይም : እኛ : መጽሐፍ : በኛ :
 ላይ : በተወረደ : ኖሮ : ከነሱ :
 ይበልጥ : የተመራን : እንሾን :
 ነበር : እንዳትሉ : ነው ፤ ስለዚህ :
 ከጌታችሁ : ግልጽ : ማስረጃ :
 መምሪያም : እዝነትም : በእር
 ግጥ : መጣላችሁ ፤ በአላህም :
 አንቀጾች : ካስተባባለና : ከር
 ሷም : ከዞረ : ሰው : ይበልጥ :

በዳይ : ማን : ነው ? እነዚያን :
 አንቀጾቻችንን : የሚተውትን :
 ይተውት : በነበሩት : ምክንያት :
 ብርቱን : ቅጣት : በእርግጥ : እን
 ቀጣቸዋለን ።

158 መላእክት : ልትመጣላቸው :
 ወይም : ጌታህ : (ቅጣቱ) : ሊመ
 ጣ : ወይም : ከጌታህ : ምልክ
 ቶች : ከፊሉ : ሊመጣ : እንጂ :
 ይጠባበቃሉን ? ከጌታህ : ምልክ
 ቶች : ከፊሉ : በሚመጣ : ቀን :
 ከዚያ : በፊት : አማኝ : ያልሾነ
 ችን : ነፍስ : እምነትዎ : ወይም :
 በእምነትዎ : (ጊዜ) : በጎ : ያልሠ
 ራችን : (ነፍስ : ጸጸትዎ) : አይጠ
 ቅማትም :— ተጠባባቂ : እኛ :
 ተጠባባቂዎች : ነንና : በላቸው ።

159 እነዚያ : ሃይማኖታቸውን : የለ
 ያዩ : አሕዛብም : የሾኑ : በም
 ንም : ከነሱ : አይደለህም ፤ ነገ
 ራቸው : ወደ : አላህ : ብቻ : ነው።
 ከዚያም : ይሠሩት : የነበሩትን :
 ሁሉ : ይነግራቸዋል ።

160 በመልካም : ሥራ : የመጣ : ሰው ፤
 ለርሱ : ዐሥር : ብጤዎችዎ :
 አሉት ፤ በክፉ : ሥራም : የመጣ :
 ሰው : ብጤዎን : እንጅ : አይመነ
 ዳም ፤ እነርሱም : አይበደሉም ።

161 እኔ : ጌታዬ : ወደ : ቀጥተኛው :
 መንገድ : ትክክለኛን : ሃይማ
 ኖት : ወደ : እውነት : አዘንባይ :
 ሲሾን : የአብርሃምን : መንገድ :
 መራኝ ፤ እርሱም : ከአጋሪዎቹ :
 አልነበረም : በል ።

162 ስግደቱ : መገዛቱም : ሕይወቱም :
 ሞቱም : ለዓለማት : ጌታ : ለአ
 ላህ : ነው : በል ።

163 ለርሱ : ተጋሪ : የለውም ፤ በዚ
 ህም : (በማጥራት) : ታዘዝኩ ፤

1 ያልተሰነጠቀ : ስኮና : ያለውን ።


1 ምስክርነታቸውን : አትቀበል ።

1 በይሁዶችና : በክርስቲያኖች ።

እኔም የሙስሊሞች፡ መጀመሪያ ፡
 ነኝ፡ (በል) ።
 164 በላቸው ፡—እርሱ ፡ (አላህ) ፡
 የሁሉ ፡ ጌታ ፡ ሲኾን ፡ ከአላህ ፡
 በቀር ፡ ሌላን ፡ ጌታ ፡ እፈልጋለ
 ሁን ? ነፍስም ፡ ሁሉ ፡ በራሷ ፡
 ላይ ፡ እንጅ ፡ (ከፋን) ፡ አትሠ
 ራም ፡ ተሸካሚም ፡ (ነፍስ) ፡ የሌ
 ላይቱን ፡ ሸክም ፡ (ኃጢአት) ፡
 አትሸክምም ፡ ከዚያም ፡ መመለ
 ሻችሁ ፡ ወደ ፡ ጌታችሁ ፡ ነው ፡

ወዲያውም ፡ በርሱ ፡ ትለያዩበት ፡
 የነበራችሁትን ፡ ሁሉ ፡ ይነገራ
 ችጋል ።
 165 እርሱም ፡ ያ ፡ በምድር ፡ ምት
 ኮች ፡ ያደረጋችሁ ፡ በሰጣችሁም ፡
 ጸጋ ፡ ሊፈትናችሁ ፡ ከፈላችሁን ፡
 ከከፊሉ ፡ በላይ ፡ በደረጃዎች ፡
 ከፍ ፡ ያደረገ ፡ ነው ፡ ጌታህ ፡
 ቅጣቱ ፡ ፈጣን ፡ ነው ፡ እርሱም ፡
 እጅግ ፡ መላሪ ፡ ርገሩህ ፡ ነው ።

ምዕራፍ : 7 : አል-አዕራፍ ። ክፍል : 8 ።



በአላህ ፡ ስም ፡ እጅግ ፡ በጣም ፡
 ርገሩህ ፡ በጣም ፡ አዛኝ ፡ በሆነው።
 1 አ . ለ . መ . ሰ . (አሊፍ ፡ ላም ፡
 ሚም ፡ ሷድ) ። (1)
 2 (ይህ) ፡ ወደ ፡ አንተ ፡ የተወረደ ፡
 መጽሐፍ ፡ ነው ፡ በደረሰህም ፡
 ውስጥ ፡ ከርሱ ፡ ጭንቀት ፡ አይ
 ኑር ፡ (የተወረደውም) ፡ በርሱ ፡
 ልታስፈራራበትና ፡ ለምእምናን ፡
 መገሠጫ ፡ እንዲኾን ፡ ነው ።
 3 ከጌታችሁ ፡ ወደናንተ ፡ የተወረደ
 ውን ፡ ተከተሉ ፡ ከአላህም ፡ ሌላ ፡
 ረዳቶችን ፡ አትከተሉ ፡ ጥቂትን ፡
 ብቻ ፡ ትገሠጻላችሁ ።
 4 ከከተማም ፡ ልናጠፋት ፡ የሻነው ፡
 ወዲያውም ፡ ብርቱ ፡ ቅጣታችን ፡
 ሌሊት ፡ ወይም ፡ ቀን ፡ እነርሱ ፡
 በቀትር ፡ አርፈው ፡ ሳሉ ፡ የመጣ

ባቸው ፡ ብዙ ፡ ናቸው ።
 5 ቅጣታችንም ፡ በመጣባቸው ፡
 ጊዜ ፡ ጸሎታቸው ፡ እኛ ፡ በደለ
 ጃች ፡ ነበርን ፡ ከማለት ፡ በቀር ፡
 ሌላ ፡ አልነበረም ።
 6 እነዚያንም ፡ ወደነሱ ፡ የተላከባ
 ቸውን ፡ (ሕዝቦች) ፡ በእርግጥ ፡
 መልክተኞቻችንም ፡ እንጠይቃለን።
 7 በነርሱም ፡ ላይ ፡ (የነበሩበትን ፡
 ሁሉ) ፡ ከዕውቀት ፡ ጋር ፡ በእር
 ግጥ ፡ እንተርከላቸዋለን ፡ የራቅ
 ንም ፡ አልነበርንም ።
 8 ትክክለኛውም ፡ ሚዛን ፡ የዚያን ፡
 ቀን ፡ ነው ፡ ሚዛኖቻቸው ፡ የከበ
 ዱላቸው ፡ ሰዎችም ፡ እነዚያ ፡
 እነርሱ ፡ የፈለጉትን ፡ ያገኙ ፡
 ናቸው ።
 9 ሚዛኖቻቸው ፡ የቀለሉባቸው ፡
 ሰዎችም ፡ እነዚያ ፡ እነርሱ ፡ ታአ

1 እኔ ፡ አላህ ፡ ነኝ ፡ ወውቃለሁ ፡ እገልጻለሁ ።

ምራቶቻችንን ፡ ይክዱ ፡ በነበ
 ፍት ፡ ምክንያት ፡ ነፍሶቻቸውን ፡
 ያከሰሩ ፡ ናቸው ።
 10 በምድርም ፡ ላይ ፡ በእርግጥ ፡ አስ
 መቸናችሁ ፡ በርሷም ፡ ላይ ፡ ለና
 ንተ ፡ መኖሪያዎችን ፡ እደረግን
 ላችሁ ፡ ምስጋናችሁ ፡ በጣም ፡
 ጥቂት ፡ ነው ።
 11 በእርግጥም ፡ ፈጠርናችሁ ፡ ከዚ
 ያም ፡ ቀረጽናችሁ ፡ ከዚያም ፡
 ለመላእክቶች ፡ ለአዳም ፡ ስገዱ ፡
 አልን ፡ ወዲያውም ፡ ስገዱ ፡ ሊብ
 ሊስ ፡ (ዲያብሎስ) ፡ ሲቀር ፡ ከሰ
 ጋጆቹ ፡ አልኾነም ።
 12 (አላህ) ፡ ባዘዝኩህ ፡ ጊዜ ፡ ከመ
 ስገድ ፡ ምን ፡ ከለከለህ ? አለው ፡
 እኔ ፡ ከርሱ ፡ የበለጥኩ ፡ ነኝ ፡
 ከእሳት ፡ ፈጠርከኝ ፡ እርሱን ፡
 ግን ፡ ከጭቃ ፡ ፈጠርከው ፡ አለ ።
 13 ከርሷ ፡ (1) ውረድ ፡ በርሷ ፡ ውስጥ
 ልትኮራ ፡ አይገባህምና ፡ ውጣም ፡
 አንተ ፡ ከወራዶቹ ፡ ነህና ፡ አለው።
 14 —እስከሚቀሰቀሱበት ፡ ቀን ፡
 ድረስ ፡ አቆየኝ ፡ አለ ።
 15 —አንተ ፡ ከሚቆዩት ፡ ነህ ፡
 አለው ።
 16 —ስለአጠመምከኝም ፡ ለነርሱ ፡
 በቀጥተኛው ፡ መንገድ ፡ ላይ ፡
 በእርግጥ ፡ እቀመጥባቸዋለሁ ፡
 አለ ።
 17 ከዚያም ፡ ከስተፊቶቻቸው ፡ ከኋ
 ላቸውም ፡ ከቀኞቻቸውም ፡ ከግ
 ሬዎቻቸውም ፡ በእርግጥ ፡ እመ
 ጣባቸዋለሁ ፡ አብዛኞቻቸውንም ፡
 አመስጋኞች ፡ ኾነው ፡ አታገኛ
 ቸውም ፡ (አለ) ።

18 —የተጠላህ ፡ ብራሪ ፡ ስትኾን ፡
 ከርሷ ፡ ውጣ ፡ ከነርሱ ፡ የተከተ
 ለህ ፡ ከናንተ ፡ ከመላችሁም ፡
 ገህነምን ፡ በእርግጥ ፡ እምላታ
 ለሁ ፡ አለው ።
 19 አዳምም ፡ ሆይ ! አንተም ፡ ሚስ
 ትህም ፡ በገነት ፡ ተቀመጡ ፡ ከሻ
 ችሁትም ፡ ስፍራ ፡ ብሉ ፡ ግን ፡
 ይህችን ፡ ዛፍ ፡ አትቅረቡ ፡ (ራሳ
 ቸውን) ፡ ከሚበድሉት ፡ ትኾናላ
 ችሁና ፡ (አላቸው) ።
 20 ሰይጣንም ፡ ከዕፍረተ ፡ ገላቸው ፡
 የተሸሸገውን ፡ ለነርሱ ፡ ሊገልጽ
 ባቸው ፡ በድብቅ ፡ ንግግር ፡ ጉተ
 ጉታቸው ፡ ጌታችሁም ፡ መልአ
 ኮች ፡ እንዳትኾኑ ፡ ወይም ፡ ከዘ
 ላለም ፡ ነዋሪዎች ፡ እንዳትኾኑ ፡
 እንጂ ፡ ከዚች ፡ ዛፍ ፡ አልከለከላ
 ችሁም ፡ አላቸው ።
 21 እኔ ፡ ለናንተ ፡ በእርግጥ ፡ ከሚመ
 ክሩዋችሁ ፡ ነኝ ፡ ሲልም ፡ ማለ
 ላቸው ።
 22 በማታለልም ፡ አዋሪዳቸው ፡ ከዛ
 ፊቱም ፡ በቀመሱ ፡ ጊዜ ፡ ዕፍረተ ፡
 ገላቸው ፡ ለሁለቱም ፡ ተገለጠች
 ላቸው ፡ ከገነት ፡ ቅጠልም ፡ በላያ
 ቸው ፡ ላይ ፡ ይደርቱ ፡ ጀመር ፡
 ጌታቸውም ፡ ከዚቻችሁ ፡ ዛፍ ፡
 አልከለከልኋችሁምን ? ሰይጣንም
 ለናንተ ፡ ግልጽ ፡ ጠላት ፡ ነህ ፡
 አላልኳችሁምን ? ሲል ፡ ጠራ
 ቸው ።
 23 —ጌታችን ፡ ሆይ ! ነፍሶቻችንን ፡
 በደልን ፡ ለኛ ፡ ባትምር ፡ ባታዝን
 ልንም ፡ በእርግጥ ፡ ከከላሪዎቹ ፡
 እንኾናለን ፡ አሉ ።
 24 (አላህ) — ከፈላችሁ ፡ ለከፊሉ ፡
 ጠላት ፡ ሲኾን ፡ ውረዱ ፡ ለእናን
 ተም ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ እስከ ፡

1 ከገነት ፡ ወይም ፡ ከሰማያት ።

ተወሰነ ፡ ጊዜ ፡ ድረስ ፡ መርጊያ ፡ መጠቀሚያ ፡ አላችሁ ፡ አላችሁ ።

25 ፡—በርሷ ፡ ላይ ፡ ትኖራላችሁ ፤ በርሷም ፡ ላይ ፡ ትሞታላችሁ ፤ ከርሷም ፡ ውስጥ ፡ ትወጥሳችሁ ፡ አላችሁ ።

26 ፡ የአዳም ፡ ልጆች ፡ ሆይ ፤ ጎፍረተ ፡ ገላችሁን ፡ የሚሸሽግን ፡ ልብስ ፡ ጌጥንም ፡ በእርግጥ ፡ በናንተ ፡ ላይ ፡ አወረድን ፤ አላህን ፡ የመፍራትም ፡ ልብስ ፡ ይህ ፡ የተሻለ ፡ ነው ፤ ይህ ፡ ከአላህ ፡ ታምራቶች ፡ ነው ፤ ይገሠጹ ፡ ዘንድ ፡ (አወረደላችሁ) ።

27 ፡ የአዳም ፡ ልጆች ፡ ሆይ ፤ ሰይጣን ፡ አባትና ፡ እናታችሁን ፡ ዕፍረተ ፡ ገላችሁን ፡ ሊያሳያቸው ፡ ልብሶቻቸውን ፡ ከነሱ ፡ የገፈፋቸው ፡ ሲኾን ፡ ከገነት ፡ እንዳወጣቸው ፡ ሁሉ ፡ እናንተን ፡ አይሞክራችሁ ፤ እነሆ ፡ እርሱ ፡ ከነሰራዊቱ ፡ ከማታዩዋቸው ፡ ስፍራ ፡ ያዩዋችኋልና ፤ እኛ ፡ ሰይጣናትን ፡ ለነዚያ ፡ ለማያምኑት ፡ ወዳጆች ፡ አድርገናል ።

28 ፡ መጥፎንም ፡ ሥራ ፡ በሠሩ ፡ ጊዜ ፡—በርሷ ፡ ላይ ፡ አባቶቻችንን ፡ አገኘን ፡ አላህም ፡ በርሷ ፡ አዘናል ፡ ይላሉ ፤—አላህ ፡ በመጥፎ ፡ ነገር ፡ አያዝም ፤ በአላህ ፡ ላይ ፡ የማታውቁትን ፡ ትናገራላችሁን ፡ በላችሁ ።

29 ፡—ጌታዬ ፡ በማስተካከል ፡ አዘዘ ፤ በየመስጊዱም ፡ ዘንድ ፡ ፊቶቻችሁን ፡ (እርሱን ፡ ለመገዛት) ፡ አስተካክሉ ፤ ሃይማኖትንም ፡ ለርሱ ፡ ፍጹም ፡ አድርጋችሁ ፡ ተገዙት ፤

እንደጀመራችሁ ፡ (1) ትመለሳላችሁ ፡ በላችሁ ።

30 ፡ ከፊሉን ፡ ወደ ፡ ቅን ፡ መንገድ ፡ መራ ፤ ከፊሎቹም ፡ በነሱ ፡ ላይ ፡ ጥመት ፡ ተረጋግጦባቸዋል ፤ እነርሱ ፡ ሰይጣናትን ፡ ከአላህ ፡ ሌላ ፡ ረዳቶች ፡ አድርገው ፡ ይዘዋልና ፤ እነርሱም ፡ (ቅኑን ፡ መንገድ) ፡ የተመራን ፡ ነን ፡ ብለው ፡ ያስባሉ ።

31 ፡ የአዳም ፡ ልጆች ፡ ሆይ ፤ (ጎፍረተ ፡ ገላችሁን ፡ የሚሸፍኑትን) ፡ ጌጦቻችሁን ፡ በመስገጃው ፡ ሁሉ ፡ ዘንድ ፡ (2) ያዙ ፤ ብሉም ፤ ጠጡም ፤ አታባክኑም ፤ እርሱ ፡ አባካኖችን ፡ አይወድምና ።

32 ፡—የአላህን ፡ ጌጥ ፡ ያችን ፡ ለባሮቹ ፡ የፈጠራትን ፡ ከሲሳይም ፡ ጥሩዎቹን ፡ እርም ፡ ያደረገ ፡ ማን ፡ ነው ፡ በላችሁ ፤ እርሷ ፡ በትንሣኤ ፡ ቀን ፡ ለነዚያ ፡ ላመኑት ፡ ብቻ ፡ ስትኾን ፡ በቅርቢቱ ፡ ሕይወት ፡ ተገቢያቸው ፡ ናት ፡ በላችሁ ፤ እንደዚሁ ፡ ለሚያውቁ ፡ ሕዝቦች ፡ እንቀጽችን ፡ እናብራራለን ።

33 ፡—ጌታዬ ፡ እርም ፡ ያደረገው ፡ መጥፎ ፡ ሥራዎችን ፡ ከርሷ ፡ የተገለጸውንና ፡ የተደበቀውን ፡ ኃጢአትንም ፡ ያላግባብ ፡ መበደልንም ፡ በርሱም ፡ ማስረጃ ፡ ያላወረደበትን ፡ (ጣዖት) ፡ በአላህ ፡ ማጋራታችሁን ፡ በአላህም ፡ ላይ ፡ የማታውቁትን ፡ መናገራችሁን ፡ ብቻ ፡ ነው ፡ በላችሁ ።

34 ፡ ለሕዝብም ፡ ሁሉ ፡ የተወሰነ ፡ ጊዜ ፡ አላችሁ ፤ ጊዜያቸውም ፡

1 መጀመሪያ ፡ እንደ ፡ ፈጠራችሁ ፡ ይመልሳችኋል ፤
2 በላትና ፡ ከዕባን ፡ በመዞር ፡ ጊዜ ፡ ሸፍኑ ።

በመጣ ፡ ወቅት ፡ እንዲትን ፡ ሰዓት ፡ አይቆዩም ፤ (ከጊዜያቱ) ፡ አይቀደሙምም ።

35 ፡ የአዳም ፡ ልጆች ፡ ሆይ ፤ ከናንተ ፡ ውስጥ ፡ በናንተ ፡ ላይ ፡ አንቀጾቼን ፡ የሚያነቡ ፡ መልክተኞች ፡ ቢመጧችሁ ፡ ከናንተ ፡ ከሕይትን ፡ የተጠነቀቁና ፡ በግላንም ፡ የሠሩ ፡ በነሱ ፡ ላይ ፡ ፍርሃት ፡ የለባቸውም ፤ እነሱም ፡ አይተክዙም ።

36 ፡ እነዚያም ፡ በአንቀጾቻችን ፡ ያስተባበሉ ፡ ከርሷም ፡ የኮሩ ፡ እነዚያ ፡ የእሳት ፡ ጓዶች ፡ ናቸው ፤ እነሱ ፡ በርሷ ፡ ውስጥ ፡ ዘውታሪዎች ፡ ናቸው ።

37 ፡ በአላህ ፡ ላይ ፡ ውሸትን ፡ ከቀጠፈ ፡ ወይም ፡ በአንቀጾቹ ፡ ከአስዋሽ ፡ ሰው ፡ ይበልጥ ፡ በዳይ ፡ ማን ፡ ነው ፡ እነዚያ ፡ (ከተጻፈላቸው) ፡ ከመጽሐፉ ፡ ውስጥ ፡ ሲኾን ፡ ዕድላቸው ፡ ያገኛቸዋል ፤ (የጥት) ፡ መልክተኞቻችንም ፡ የሚገድሏቸው ፡ ኾነው ፡ በመጡባቸው ፡ ጊዜ ፡ ከአላህ ፡ ሌላ ፡ ትግገዟቸው ፡ የነበራችሁት ፡ የት ፡ አሉ ፡ ይሏችዋል ፤ ከኛ ፡ ተሰወሩን ፡ ይላሉ ፤ እነርሱም ፡ ከሃዲያን ፡ እንደነበሩ ፡ በነፍሶቻቸው ፡ ላይ ፡ ይመስክራሉ ።

38 ፡—ከጋኔንም ፡ ከሰውም ፡ ከናንተ ፡ በፊት ፡ በእርግጥ ፡ ካለፉት ፡ ሕዝቦች ፡ ጋር ፡ ኾናችሁ ፡ እሳት ፡ ውስጥ ፡ ግቡ ፡ ይላችዋል ፤ አንዲቱ ፡ ሕዝብ ፡ ወደ ፡ እሳት ፡ በገባች ፡ ቍጥር ፡ (ያሳሳተቻችን) ፡ ብጢዋን ፡ ትረግማለች ፤ መላውም ፡ በውስጡ ፡ ተሰብስበው ፡ በተገናኙም ፡ ጊዜ ፡ የኋለኛይቱ ፡

ለመጀመሪያይቱ ፡ (ተከታዮች ፡ ለአስከታዮች) ፡—ጌታችን ፡ ሆይ ፤ እነዚህ ፡ አሳሳቱን ፤ ከእሳትም ፡ ስቃይ ፡ ዕጥፍን ፡ ስጣቸው ፡ ትላለች ፤ (አላህም) ፡— ለሁሉም ፡ ዕጥፍ ፡ አለው ፡ ግን ፡ አታውቁም ፡ ይላችዋል ።

39 ፡—መጀመሪያይቱም ፡ ለኋለኛይቱ ፡ ለናንተ ፡ በኛ ፡ ላይ ፡ ምንም ፡ ብልጫ ፡ አልነበራችሁም ፡ ትላለች ፤ ትሠሩትም ፡ በነበራችሁት ፡ ቅጣቱን ፡ ቅመሱ ፡ (ይላችዋል) ።

40 ፡ እነዚያ ፡ እንቀጽቻችንን ፡ ያስተባበሉ ፡ ከርሷም ፡ የኮሩ ፡ ለነርሱ ፡ የሰማይ ፡ ደጃፎች ፡ አይከፈቱላቸውም ፤ ግመል ፡ በመርፈ ፡ ቀዳዳ ፡ እስከሚገባም ፡ ድረስ ፡ ገነትን ፡ አይገቡም ፤ እንደዚሁም ፡ አጋሪዎችን ፡ እንቀጣለን ።

41 ፡ ለነርሱ ፡ ከገሀንም ፡ እሳት ፡ (በሥራቸው) ፡ ምንጣፍ ፡ ከበላያቸውም ፡ (የእሳት) ፡ መሸፈኛዎች ፡ አላችሁ ፤ እንደዚሁም ፡ በደለኞችን ፡ እንቀጣለን ።

42 ፡ እነዚያም ፡ ያመኑና ፡ መልካሞችን ፡ የሠሩ ፡ ነፍሰን ፡ ችሎታዋን ፡ እንጂ ፡ አናስገድድምና ፤ እነዚያ ፡ የገነት ፡ ሰዎች ፡ ናቸው ፤ እነርሱ ፡ በርሷ ፡ ውስጥ ፡ ዘውታሪዎች ፡ ናቸው ።

43 ፡ በደረቶቻቸው ፡ ውስጥ ፡ ያለውንም ፡ ጥላቻ ፡ እናስወግዳለን ፤ ወንዞች ፡ በሥርቻቸው ፡ ይፈሰሳሉ ፤ ለዚያም ፡ ወደዚህ ፡ (ላደረሰን ፡ ሥራ) ፡ ለመራን ፡ አላህ ፡ ምስጋና ፡ ይገባው ፤ አላህ ፡ ባልመራንም ፡ ኖሮ ፡ አንመራም ፡ ነበር ፤ የጌታችን ፡ መልክተኞች ፡ በውነት ፡ ላይ ፡ ሲኾኑ ፡ በእርግጥ ፡

መጥተውልናል ፣ ይላሉ ፣ ይህቻ ችሁም ፣ ገነት ፣ ትሠሩት ፣ በነበራ ችሁት ፣ ተሰጣችኋት ፣ በግለት ፣ ይጠራሉ ።

44 የገነትም ፣ ሰዎች ፣ የእሳትን ፣ ሰዎች ፣ ጌታችን ፣ ቃል ፣ የገባል ንን ፣ እውነት ፣ ሽኖ ፣ አገኘን ፣ ጌታችሁ ፣ የዛተባችሁንስ ፣ እውነት ፣ ሽኖ ፣ አገኛችሁትን ፣ ሲሉ ፣ ይጣራሉ ፣ አዎን ፣ አገኘን ፣ ይላሉ ፣ በመካከላቸውም ፣ የአላህ ፣ ርግማን ፣ በበደለኞች ፣ ላይ ፣ ይኹን ፣ ሲል ፣ ለፋፊ ፣ ይለፍፋል ።

45 (በደለኞች) ፣ እነዚያ ፣ ከአላህ ፣ መንገድ ፣ የሚከለክሉ ፣ እንድትጣመምም ፣ የሚፈልጉዎት ፣ እነርሱም ፣ በመጨረሻዎ ፣ ዓለም ፣ ከሐዲዎች ፣ የኹኑ ፣ ናቸው ።

46 በመካከላቸውም ፣ (1) ግርዶሽ ፣ አልለ ፣ በአዕራፍም ፣ ላይ ፣ (2) ሁሉንም ፣ በምልክታቸው ፣ (3) የሚያውቁ ፣ ሰዎች ፣ አልሉ ፣ የገነትንም ፣ ሰዎች ፣ ሰላም ፣ ለናንተ ፣ ይኹን ፣ በግለት ፣ ይጣራሉ ፣ እነርሱም ፣ (የአዕራፍ ፣ ሰዎች) ፣ የሚከፈሉ ፣ ሲኹኑ ፣ ገና ፣ አልገቧትም ።

47 ዓይኖቻቸውም ፣ ወደ ፣ እሳት ፣ ሰዎች ፣ አግጣጫ ፣ በተዞሩ ፣ ጊዜ ፣ —ጌታችን ፣ ሆይ ፣ ከበደለኞች ፣ ጋር ፣ አታድርገን ፣ ይላሉ ፣

48 የአዕራፍም ፣ ሰዎች ፣ በምልክታቸው ፣ የሚያውቁዎቸውን ፣ (ታላላቅ) ፣ ሰዎች ፣ ይጣራሉ ፣ ስብስባ

1 በእሳትና ፣ በገነት ፣ መካከል ።
2 በገነትና ፣ በእሳት ፣ መካከል ፣ ያለ ፣ ኮረብታ ፣ ነው ።
3 ከሐዲዎች ፣ ፈታቸው ፣ በመጥቀር ፣ ምእምናኖች ፣ ፈታቸው ፣ በግብራት ።

ችሁና ፣ በብዛታችሁ ፣ የምትኮሩ ፣ መኾናችሁም ፣ ከናንተ ፣ ምንም ፣ አልጠቀማችሁ ፣ ይሏቸዎል።

49 እነዚያ ፣ አላህ ፣ በችሮታው ፣ አያገኛቸውም ፣ ብላችሁ ፣ የግላችሁት ፣ (ደካሞች) ፣ እነዚህ ፣ ናቸውን ፣ ገነትን ፣ ግቡ ፣ ፍርሃት ፣ የለባችሁም ፣ እናንተም ፣ አታዘኑም ፣ (ተባሉ ፣ ይሏቸዎል) ።

50 የእሳትም ፣ ሰዎች ፣ የገነትን ፣ ሰዎች ፣ በኛ ፣ ላይ ፣ ከውሃ ፣ አፍስሱብን ፣ ወይም ፣ አላህ ፣ ከሰጣችሁ ፣ ሲላይ ፣ (ጣሉልን) ፣ ብለው ይጠሩዎቸዎል ፣ እነሱም ፣ አላህ ፣ በከሐዲዎች ፣ ላይ ፣ እርም ፣ አድርጓቸዎል ፣ ይሏቸዎል ።

51 እነዚያ ፣ ሃይማኖታቸውን ፣ መሳለቂያና ፣ መጫወቻ ፣ አድርገው ፣ የያዙ ፣ የቅርቢቱም ፣ ሕይወት ፣ ያታለለቻቸው ፣ ይህንን ፣ ቀናቸውን ፣ መገናኘትን ፣ እንደርሱ ፣ በተአምራታችንም ፣ ይክዱ ፣ እንደ ፣ ነበሩ ፣ ዛሬ ፣ እንረሳቸዋለን ።

52 ከዕውቀት ፣ ጋርም ፣ የዘረዘርነው ፣ የኹንን ፣ መጽሐፍ ፣ ለሚያምኑ ፣ ሕዝቦች ፣ መምሪያና ፣ እዝነት ፣ ሲኹን ፣ በእርግጥ ፣ አመጣገላቸው ።

53 (የዛቻውን) ፣ ፍጻሜውን ፣ እንጂ ፣ ሌላ ፣ አይጠባበቁም ፣ ፍጻሜው ፣ በሚመጣበት ፣ ቀን ፣ እነዚያ ፣ ከመምጣቱ ፣ በፊት ፣ የረሱት ፣ ሰዎች ፣ የጌታችን ፣ መልክተኞች ፣ በእርግጥ ፣ በውነት ፣ መጥተዋል ፣ ለኛ ፣ የማልዱም ፣ ዘንድ ፣ አማላጆች ፣ አልሉን ፣ ወይስ ፣ ከዚያ ፣ እንሠራው ፣ ከነበርነው ፣ ሌላን ፣ ሥራ ፣ እንሠራ ፣ ዘንድ ፣ (ወደ ፣

ምድረ ፣ ዓለም) ፣ እንመለሳለን ፣ ይላሉ ፣ ነፍሶቻቸውን ፣ በእርግጥ ፣ አከሰሩ ፣ ይቀጥፉት ፣ የነበሩትም ፣ ከነርሱ ፣ ጠፋቸው ።

54 ጌታችሁ ፣ ያ ፣ ሰማያትንና ፣ ምድርን ፣ በስድስት ፣ ቀናት ፣ ውስጥ ፣ የፈጠረ ፣ አላህ ፣ ነው ፣ ከዚያም ፣ (ስልጣኑ) ፣ በዐርሹ ፣ ላይ ፣ (1) ተደላደለ ፣ (አላህ) ፣ ሌሊትን ፣ በቀን ፣ ፈጥኖ ፣ የሚፈልገው ፣ ሲኹን ፣ ይሸፍናል ፣ ፀሐይንና ፣ ጨረቃንም ፣ ከዋክብትንም ፣ በትእዛዙ ፣ የተገሩ ፣ ሲኹኑ ፣ (ፈጠራቸው) ፣ ነቁ ፣ መፍጠርና ፣ ግዘዝ ፣ የርሱ ፣ ብቻ ፣ ነው ፣ የዓለማት ፣ ጌታ ፣ አላህ ፣ (ከብሩ) ፣ ላቀ ።

55 ጌታችሁን ፣ ተዋርዳችሁ ፣ በድብቅም ፣ ለምኑት ፣ እርሱ ፣ ወሰን ፣ አላፈዎችን ፣ አይወድምና ።

56 በምድርም ፣ ውስጥ ፣ ከተበጀች ፣ በኋላ ፣ አታበላሹ ፣ ፈርታችሁና ፣ ከጅላችሁም ፣ ተገዙት ፣ የአላህ ፣ ችሮታ ፣ ከበኝ ፣ አድራጊዎች ፣ ቅርብ ፣ ነውና ።

57 እርሱም ፣ ያ ፣ ነፋሶችን ፣ ከችሮታው ፣ (ከዝናም) ፣ በፊት ፣ አብሳሪዎች ፣ አድርጉ ፣ የሚልክ ፣ ነው ። ከባዳዎችንም ፣ ደመናዎች ፣ በተሸከሙ ፣ ጊዜ ፣ ሙት ፣ ወደ ፣ ኹን ፣ አገር ፣ እንነዳዋለን ፣ በርሱም ፣ ውሃን ፣ እናወርዳለን ፣ ከፍሬዎችም ፣ ሁሉ ፣ በርሱ ፣ እናወጣለን ፣ እንደዚሁ ፣ ትገነዘቡ ፣ ዘንድ ፣ ሙታንን ፣ (ከመቃብር) ፣ እናወጣለን ።

58 መልካሙም ፣ አገር ፣ በጌታው ፣ ፈቃድ ፣ በቃዩ ፣ (ያማረ ፣ ሽኖ) ፣ ይወጣል ፣ ያም ፣ መጥፎ ፣ የሽ

ነው ፣ (በቃዩ) ፣ ደካማ ፣ ሽኖ ፣ እንጂ ፣ አይወጣም ፣ እንደዚሁ ፣ ለሚያመሰግኑ ፣ ሕዝቦች ፣ ታምራትን ፣ እናብራራለን ። (1)

59 ኑሕን ፣ ወደ ፣ ወገኖቹ ፣ በእርግጥ ፣ ላክነው ፣ አላቸውም ፣ — ወገኖቹ ፣ ሆይ ፣ አላህን ፣ ተገዙ ፣ ለናንተ ፣ ከርሱ ፣ ሌላ ፣ ምንም ፣ አምላክ ፣ የላችሁም ፣ እኔ ፣ በናንተ ፣ ላይ ፣ የከባድ ፣ ቀንን ፣ ቅጣት ፣ እፈራላችኋለሁ ።

60 ከሕዝቦቹ ፣ (የካዱት) ፣ መሪዎቹ ፣ — እኛ ፣ በግልጽ ፣ መሳሳት ፣ ውስጥ ፣ ኹን ፣ በእርግጥ ፣ እናይሃለን ፣ አሉት ።

61 አላቸው ፣ — ወገኖቹ ፣ ሆይ ፣ ምንም ፣ መሳሳት ፣ የለብኝም ፣ ግን ፣ እኔ ፣ ከዓለማት ፣ ጌታ ፣ መልክተኛ ፣ ነኝ ።

62 የጌታዩን ፣ መልክተኛ ፣ አደርስላችኋለሁ ፣ ለናንተም ፣ እመክራችኋለሁ ፣ ከአላህም ፣ በኩል ፣ የማታውቁትን ፣ ዐውቃለሁ ።

63 አላህን ፣ ልትፈሩና ፣ ይታዘንላችሁም ፣ ዘንድ ፣ ከናንተው ፣ (ጉሳ) ፣ በኹን ፣ ሰው ፣ ላይ ፣ እንዲያስጠነቅቃችሁ ፣ ከጌታችሁ ፣ ግግጹ ፣ ቢመጣላችሁ ፣ ትደነቃላችሁን ፣ (አላቸው) ።

64 ወዲያውም ፣ አስተባበሉት ፣ እርሱንና ፣ እነዚያንም ፣ ከርሱ ፣ ጋር ፣ ያሉትን ፣ (አማኞች) ፣ በታንኳዎ ፣ ውስጥ ፣ አዳንኛቸው ፣ እነዚያንም ፣ በአንቀጾቻችን ፣ ያስተባበሉትን ፣ አሰጠምን ፣ እነርሱ ፣ (ልበ) ፣ ዕውራን ፣ ሕዝቦች ፣ ነበሩና ።

1 ይህ ፣ ለእማኝና ፣ ለከሐዲ ፣ የተሰጠ ፣ ምሳሌ ነው ።

1 በዙፋኑ ፣ ላይ ።

65 ወደ : ዓድም : ወንድማቸውን : ሁድን : ላክን ፤ — ወገኖቹ : ሆይ ! አላህን : ተገዙ ፤ ከርሱ : ሌላ ፤ ምንም : አምላክ : የላችሁም ፤ (የአላህን : ቅጣት) : እትፈሩምን ? አላችው ።

66 ከሕዝቦቹ : እነዚያ : የካዱት : መሪዎች : — እኛ : በሞኝነት : ላይ : ሆነህ ፤ በእርግጥ : እናይሃለን ፤ እኛም : ከውሸተኞቹ : ነህ : ብለን : እንጠረጥርሃለን : አሉት ።

67 (እርሱም) : አላቸው : — ወገኖቹ : ሆይ ! እኔ : ሞኝነት : የሰብኝም ፤ ግን : እኔ : ከዓለማት : ጌታ : የተላከሁ : ነኝ ፤

68 የጌታዩን : መልክቶች : አደርስላችኋለሁ ፤ እኔም : ለናንተ : ታማኝ መካሪ : ነኝ ፤

69 ከጌታችሁ : የሆነ : ግሣጺ : ከናንተው : ውስጥ : ባንድ : ሰው : ላይ : ያሰጠኝቅታችሁ : ዘንድ : ቢመጣባችሁ : ትደንቃላችሁን ? ከኩሕም : ሕዝቦች : በኋላ : ምትኮች : ባደረጋችሁና : በፍጥረትም : ግዙፍነትን : በጨመረላችሁ : ጊዜ : አስታውሱ ፤ የሻችሁትንም : ታገኙ : ዘንድ : የአላህን : ጸጋዎች : አስታውሱ ።

70 — አላህን : አንድ : ብቻውን : እንድንገነዘብ : አባቶቻችንም : ይገዝዙት : የነበረውን : (አማልክት) : እንድንተው : መጣሁብን ? ከውነተኞች : ከሾንክ : የምታስፈራራብንን : (ቅጣት) : አምጣብን : አሉ ።

71 — ከጌታችሁ : የሆነ : ቅጣትና : ቁጣ : በናንተ : ላይ : በውነት : ተረጋገጠ ፤ እናንተና : አባቶቻችሁ : (አማልክት : ብላችሁ) :

በጠራችኋቸው : ስሞች : አላህ : በርሷ : ምንም : ማስረጃ : ያላወረደባት : ስትሾን : ትከራከሩኛላችሁን ? ተጠባባቂዎቹ : እኔ : ከናንተ : ጋር : ከተጠባባቂዎቹ : ነኝና : አለ ።

72 እርሱንና : እነዚያንም : አብረውት : የነበሩትን : ከኛ : በሾነው : ችሮታ : (ከቅጣት) : አዳንናቸው ፤ የነዚያንም : በተአምራታችን : ያስተባብሱትንና : አማኞች : ያልነበሩትን : መሠረት : ቆረጥን ።

73 ወደ : ሠሙድም : ወንድማቸውን : ሲሊህን : ላክን ፤ አላቸው : — ወገኖቹ : ሆይ ! አላህን : ተገዙ ፤ ከርሱ : ሌላ : ለናንተ : ምንም : አምላክ : የላችሁም ፤ (እውነተኛ : ለመሆኔ) : ከጌታችሁ : የሆነኝ : ምልክት : በእርግጥ : መጥታላችኋለች ፤ ይህች : ለናንተ : ታምር : ስትሾን : የአላህ : ግመል : ናትና : ተውዋት ፤ በአላህ : ምድር : ውስጥ : ትብላ ፤ (ትጠጣም) ፤ በክፉ : አትንኳትም ፤ አላማሚ : ቅጣት : ይይዛችኋልና ።

74 ከዓድም : በኋላ : ምትኮች : ባደረጋችሁና : በምድሪቱም : ላይ : ባስቀመጣችሁ : ጊዜ : አስታውሱ ፤ ከሚጻዎቹ : (ሸክላ) : ሕንጻዎችን : ትገነባላችሁ ፤ ከተራራዎችም : ቤቶችን : ትጠርባላችሁ ፤ ስለዚህ : የአላህን : ጸጋዎች : አስታውሱ ፤ በምድርም : ውስጥ : አጥፊዎች : ሆናችሁ : አታበላሹ ።

75 ከወገኖቹ : እነዚያ : የኮሩት : መሪዎች : እነዚያ : ለተሸነፉት : ከነሱ : ላመኑት : — ሲሊህ : ከጌ

ታው : መላኩን : ታውቃላችሁን ? አላችው ፤ (አዎን) : — እኛ : እርሱ : በተላከበት : ነገር : አማኞች : ነን : አሉ ።

76 እነዚያ : የኮሩት : — እኛ : በዚያ : እናንተ : በርሱ : ባመናችሁበት : ከሐዲዎች : ነን : አሉ ።

77 ወዲያውም : ግመሊቱን : ወንት ፤ ከጌታቸውም : ትእዛዝ : ወጡ ፤ አሉም : — ሲሊህ : ሆይ ! ከመልክተኞቹ : እንደሾንክ : የምታስፈራራብንን : (ቅጣት) : አምጣብን ።

78 ወዲያውም : የምድር : መንቀጥቀጥ : (ጨሽትም) : ያዘቻቸው ፤ በቤቶቻቸውም : ውስጥ : ተንክፍርረው : አነጉ ።

79 (ሲሊህ) : ከነርሱም : ዘረ ፤ አለም : — ወገኖቹ : ሆይ ! የጌታዩን : መልክት : በእርግጥ : አደረሰኩላችሁ ፤ ለናንተም : መከርካችሁ ፤ ግን : መካሪዎችን : አትወዱም ።

80 ሉጥንም : ለሕዝቦቹ : ባለ : ጊዜ : (አስታውሱ) ፤ አስቀያሚን : ሥራ : ትሠራላችሁን ? በርሷ : ከዓለማት : አንድም : አልቀደማችሁም ።

81 እናንተ : ከሴቶች : ሌላ : ወንዶችን : በመክጀል : በእርግጥ : ትመጡባቸዋላችሁ ፤ በውነቱ : እናንተ : ወሰንን : አላፈዎች : ሕዝቦች : ናችሁ ።

82 የሕዝቦቹም : መልስ : (ሉጥንና : ተከታዮቹን) : ከከተማችሁ : አውጧቸው : እነሱ : የሚጥራሩ : ሰዎች : ናቸውና ፤ ማለት : እንጂ : ሌላ : አልነበረም ።

83 እርሱንና : ቤተሰቦቹንም : አዳንናቸው : ሚስቱ : ብቻ : ስትቀር : እርሷ : (ለጥፋት) : ከቀሩት : ሆነች ።

84 በነሱም : ላይ : (የእሳት) : ዝናምን : አዘነምንባቸው ፤ የኃጢአተኞችም : መጨረሻ : እንዴት : እንደ : ነበረ : ተመልከት ።

85 ወደ : መድኖንም : (ምድያን) : ወንድማቸውን : ሹዓይብን : (ላክን) ፤ አላቸው : — ወገኖቹ : ሆይ ! አላህን : ተገዙ ፤ ከርሱ : በቀር : ምንም : አምላክ : የላችሁም ፤ ከጌታችሁ : ዘንድ : ግልጽ : ማስረጃ : በእርግጥ : መጥታላችኋለች ፤ ስፍርንና : ሚዛንን : ምሉ ፤ ሰዎችንም : አንዳቸቻቸውን : (ገንዘቦቻቸውን) : አታጉድሉባቸው ፤ በምድርም : ውስጥ : ከተበጀች : በኋላ : አታበላሹ ፤ ይሃችሁ : ምእምናን : እንደሆነ ናችሁ : ለናንተ : የተሻለ : ነው ።

86 (ሰዎችን) : የምታስፈራሩና : ከአላህም : መንገድ : በርሱ : ያመኑትን : የምታግዱ : መጥመሚንም : የምትፈልጉዋት : ሆናችሁ : በየመንገዱ : አትቀመጡ ፤ ጥቂቶችም : በነበራችሁና : ባበዛችሁ : ጊዜ : አስታውሱ ፤ የአጥፊዎችም : መጨረሻ : እንዴት : እንደ : ነበረ : ተመልከቱ ፤

87 ከናንተም : በዚያ : እኔ : በርሱ : በተላከሁበት : ያመኑ : ጭፍሮችና : ያላመኑ : ጭፍሮችም : ቢኖሩ : በመካከላችን : አላህ : እስከሚፈርድ : ታገሡ ፤ እርሱም : ከፈራጆች : ሁሉ : በላጭ : ነው ።

* * *

88 ከሕዝቦቹ : እነዚያ : የኮሩት : መሪዎች : — ሹዓይብ : ሆይ ! አንተንና : እነዚያን : ካንተ : ጋር : ያመኑትን : ከከተማችን ፤

በእርግጥ : እናወጣችኋለን ፤ ወይም ፡ ወደ ፡ ሃይማኖታችን ፡ መመለስ ፡ አለባችሁ ፡ አሉ ፤ የጠላንም ፡ ብንኾን ? አላቸው ።

89 አላህ ፡ ከርሷ ፡ ከአዳንን ፡ በኋላ ፡ ወደ ፡ ሃይማኖታችሁ ፡ ብንመለስ ፡ በአላህ ፡ ላይ ፡ በእርግጥ ፡ ውሸትን ፡ ቀጠናን ፤ አላህ ፡ ጌታችን ፡ ካልሻም ፡ በስተቀር ፡ ለኛ ፡ ወደርሷ ፡ ልንመለስ ፡ አይገባንም ፤ ጌታችን ፡ ዕውቀቱ ፡ ሁሉን ፡ ነገር ፡ ሰፋ ፤ በአላህ ፡ ላይ ፡ ተጠጋን ፤ ጌታችን ፡ ሆይ ፤ በኛና ፡ በወገኖቻችን ፡ መካከል ፡ በውነት ፡ ፍረድ ፤ አንተም ፡ ከፈራጀቹ ፡ ሁሉ ፡ በላጭ ፡ ነህ ፡ (አለ) ።

90 ከወገኖቹም ፡ እነዚያ ፡ የካዱት ፡ መሪዎች ፡ ሹዓይ-ብን ፡ ብትከተሉ ፡ እናንተ ፡ ያንጊዜ ፡ ከሳሪዎች ፡ ናችሁ ፡ አሉ ።

91 ወዲያውም ፡ የምድር ፡ መንቀጥቀጥ ፡ (ጨሽትም) ፡ ያዘቻቸው ፤ በከተማቸውም ፡ ውስጥ ፡ ተንከፍርረው ፡ እነጉ ።

92 እነዚያ ፡ ሹዓይ-ብን ፡ ያስተባበሉት ፡ በርሷ ፡ እንዳልነበሩባት ፡ ኾኑ ፤ እነዚያ ፡ ሹዓይ-ብን ፡ ያስተባበሉት ፡ እነሱ ፡ ከሳሪዎች ፡ ኾኑ ።

93 ከነርሱም ፡ (ትቷቸው) ፡ ዞረ ፡— ወገኖቹ ፡ ሆይ ፤ የጌታዬን ፡ መልክቶች ፡ በእርግጥ ፡ አደረስኩላችሁ ፤ ለናንተም ፡ መከርከር ፡ ታዲያ ፡ በከተማዎች ፡ ሰዎች ፡ ላይ ፡ እንዴት ፡ አዝናለሁ ? አለም ።

94 በከተማ ፡ አንድንም ፡ ነቢይ ፡ አልላከንም ፡ ሰዎችዎን ፡ ይዋደቁ ፡ ዘንድ ፡ በድህነትና ፡ በጉ

ዳት ፡ የያዝናቸው ፡ ብንኾን ፡ እንጂ ።

95 ከዚያም ፡ እስከበዙና ፡ አባቶቻችንን ፡ ድህነትና ፡ በሺታ ፡ በእርግጥ ፡ ነክቷቸዋል ፡ (ይኸም ፡ የጊዜ ፡ ልማድ ፡ ነው) ፡ እስካሉ ፡ ድረስ ፡ በመጥፎው ፡ ስፍራ ፡ በጎውን ፡ ለወጥን ፤ ወዲያውም ፡ እነርሱ ፡ የማያውቁ ፡ ኾነው ፡ በድንገት ፡ ያዝናቸው ።

96 የከተማዎም ፡ ሰዎች ፡ ባመኑና ፡ በተጠነቀቁ ፡ ኖሮ ፡ በነሱ ፡ ላይ ፡ ከሰማይም ፡ ከምድርም ፡ በረከቶችን ፡ በከፈትንላቸው ፡ ነበር ፤ ግን ፡ አስተባበሉ ፤ ይሠሩት ፡ በነበሩትም ፡ ኃጢአት ፡ ያዝናቸው ።

97 የከተማዎ ፡ ሰዎችም ፡ እነሱ ፡ የተኙ ፡ ኾነው ፡ ቅጣታችን ፡ ሌሊት ፡ ሊመጣባቸው ፡ አይፈሩምን ?

98 የከተማዎ ፡ ሰዎችም ፡ እነሱ ፡ የሚጫወቱ ፡ ኾነው ፡ ሳሉ ፡ ቅጣታችን ፡ ቀን ፡ በረፋድ ፡ ሊመጣባቸው ፡ አይፈሩምን ?

99 የአላህንም ፡ ማዘናጋት ፡ (1) አይፈሩምን ? የአላህንም ፡ ማዘናጋት ፡ ከከሳሪዎች ፡ ሕዝቦች ፡ በስተቀር ፡ የሚተማመን ፡ የለም ።

100 ለእነዚያ ፡ ምድርን ፡ ከባለቤቶችዎ ፡ (ጥፋት) ፡ በኋላ ፡ ለሚወርሱት ፡ ብንሻ ፡ ኖሮ ፡ በኃጢአቶቻቸው ፡ የምንቀጣቸው ፡ መኾናችን ፡ አልተገለጸላቸውምን ? በልቦቻቸውም ፡ ላይ ፡ እናትማለን ፤ ስለዚህ ፡ እነርሱ ፡ አይሰሙም ።

101 እነዚህ ፡ ከተሞች ፡ (ከኑሕ ፡ እስከ ፡ ሹዓይ-ብ ፡ ሰዎች ፡ የተነገሩት) ፡

፤ እስሙችቶ ፡ በድንገት ፡ መያዙን ።

ከወሬዎቻቸው ፡ ባንተ ፡ ላይ ፡ እንተርከለን ፤ መልክተኞቻቸውም ፡ በግልጽ ፡ ታምራት ፡ በእርግጥ ፡ መጥተዋቸዋል ፤ ከመምጣታቸው ፡ በፊት ፡ ባስተባበሉትም ፡ ነገር ፡ የሚያምኑ ፡ አልኾኑም ፤ እንደዚህ ፡ አላህ ፡ በከተማዎች ፡ ልቦች ፡ ላይ ፡ ያትማል ።

102 ለብዙዎቻቸውም ፡ በቃል ፡ ኪዳናቸው ፡ መሙላትን ፡ አላገኘንም ፤ አብዛኞቻቸውንም ፡ በእርግጥ ፡ አመጠኞች ፡ ኾነው ፡ አገኘናቸው ።

103 ከዚያም ፡ ከበኋላቸው ፡ ሙሳን ፡ ወደ ፡ ፈርዖንና ፡ ወደ ፡ መግከርቶቹ ፡ በታለምራታችን ፡ ላክነው ፤ በርሷም ፡ ካዱ ፤ ያጥፈዎቻም ፡ መጨረሻ ፡ እንዴት ፡ እንደ ነበረ ፡ ተመልከት ።

104 ሙሳም ፡ አለ ፡— ፈርዖን ፡ ሆይ ፤ እኔ ፡ ከዓለማት ፡ ጌታ ፡ የተላከሁ ፡ መልክተኛ ፡ ነኝ ፤

105 በአላህ ፡ ላይ ፡ ከእውነት ፡ በቀር ፡ አለመናገር ፡ ተገቢዬ ፡ ነው ፤ ከጌታችሁ ፡ በታምር ፡ በእርግጥ ፡ መጣኋችሁ ፤ የእስራኤልንም ፡ ልጆች ፡ ከእኔ ፡ ጋር ፡ ልቀቅ ።

106 (ፈርዖንም) ፡— በታምር ፡ የመጣህ ፡ እንደኾንክ ፡ ከውነተኞቹ ፡ ከኾንክ ፡ እርሷን ፡ አምጣት ፡ አለው ።

107 በትሩንም ፡ ጣለ ፤ እርስዎም ፡ ወዲያውኑ ፡ ግልጽ ፡ እባብ ፡ ኾነች ።

108 እጁንም ፡ አወጣ ፤ እርሷም ፡ ወዲያውኑ ፡ ለተመልካቶች ፡ ነጭ ፡ ኾነች ።

109 ከፈርዖን ፡ ሰዎች ፡ መግከርቶቹ ፡— ይህ ፡ በእርግጥ ፡ ዐዋቂ ፡ ድግመተኛ ፡ ነው ፡ አሉ ።

110 ከምድራችሁ ፡ ሊያወጣችሁ ፡ ይሻል ፡ (አሉ) ፤ ታዲያ ፡ ምን ፡ ታዛላችሁ ? (አለ) ።

111 (እነርሱም) ፡ አሉ ፡— እርሱንና ፡ ወንድሙን ፡ አቆይ ፤ ወደ ፡ ከተሞቹም ፡ ሁሉ ፡ ሰብሳቢዎችን ፡ (ዘበኞች) ፡ ላክ ፤

112 ዐዋቂ ፡ ድግመተኛ ፡ የኾነን ፡ ሁሉ ፡ ያመጡልሃልና ።

113 ድግመተኞቹም ፡ ወደ ፡ ፈርዖን ፡ መጡ ፤ እኛ ፡ አሸናፊዎች ፡ ብንኾን ፡ ለኛ ፡ በእርግጥ ፡ ዋጋ ፡ አለን ? አሉ ።

114 —አዎን ፡ እናንተም ፡ በእርግጥ ፡ ከባለሟሉቹ ፡ ትኾናላችሁ ፡ አላቸው ።

115 ሙሳ ፡ ሆይ ፤ (በትርህን) ፡ ወይም ፡ (በፊት) ፡ ትጥላለህ ፡ ወይም ፡ እኛ ፡ ጣዮች ፡ እንኾናለን ፡ አሉት ፤

116 —ጣሉ ፡ አላቸው ፤ (ገመዶቻቸውን) ፡ በጣሉም ፡ ጊዜ ፡ የሰዎቹን ፡ ዓይኖች ፡ ደገሙባቸው ፤ እስፈራራቸውም ፤ ትልቅ ፡ ድግምትንም ፡ አመጡ ።

117 ወደ ፡ ሙሳም ፡— በትርህን ፡ ጣል ፡ ስንል ፡ ላክን ፤ (ጣላትም) ፡ ወዲያውኑም ፡ የሚቀጣጥፋትን ፡ (ማታለያ) ፡ ትውጣለች ።

118 እውነቱም ፡ ተገለጸ ፤ ይሠሩት ፡ የነበሩትም ፡ (ድግምት) ፡ ተበላሸ ።

119 እዚያ ፡ ዘንድ ፡ ተሸነፉም ፤ ወራዶችም ፡ ኾነው ፡ ተመለሱ ።

120 ድግመተኞቹም ፡ ሰጋጆች ፡ ኾነው ፡ ወደቁ ።

121 አሉ፡— በዓለማት፡ ጌታ፡ አመንን ፤

122 በሙሳና፡ በሃሩን፡ ጌታ ።

123 ፈርዖን፡ አለ — እኔ፡ ለናንተ፡ ሳልፈቅድላችሁ፡ በፊት፡ በርሱ፡ አመናችሁን? ይህ፡ በከተማይቱ፡ ውስጥ፡ ሰዎችን፡ ከርሷ፡ ለማውጣት፡ በእርግጥ፡ የተሰማማችሁበት፡ ተንኮል፡ ነው ፤ ወደፊትም፡ (የሚደርስባችሁን)፡ ታውቃላችሁ ፤

124 እጆቻችሁንና፡ እግሮቻችሁን፡ በማፈራረቅ፡ በእርግጥ፡ እቆራርጣለሁ ፤ ከዚያም፡ ሁላችሁንም፡ በእርግጥ፡ እሰቅላችኋለሁ ።

125 አሉ፡— እኛ፡ ወደ፡ ጌታችን፡ ተመላሾች፡ ነን ፤

126 የጌታችንም፡ ታምራቶች፡ በመጡልን፡ ጊዜ፡ ከማመናችን፡ በቀር፡ ከኛ፡ አትጠላም ፤ ጌታችን፡ ሆይ! በኛ፡ ላይ፡ ትእግሥትን፡ አፍስስ ፤ ሙሰሊሞች፡ ሽነን፡ ግደለን ።

127 ከፈርዖንም፡ ሰዎች፡ ታላላቆቹ፡ (ለፈርዖን)፡— ሙሳንና፡ ሰዎቹን፡ በምድር፡ ላይ፡ እንዲያበላሹና፡ (ሙሳም)፡ አንተንና፡ አማልክቶችህን፡ እንዲተው፡ ትተዋቸዋለህን? አሉ ፤— ወንዶች፡ ልጆቻቸውን፡ እንገድላለን ፤ ሴቶቻቸውንም፡ እናስቀራለን ፤ እኛም ከበላያቸው፡ ነን ፤ አሸናፊዎች፡ (ነን)፡ አለ ።

128 ሙሳ፡ ለሰዎቹ፡— ለአላህ፡ ተገዙ፡ ታገሡም ፤ ምድር፡ ለአላህ፡ ናትና ፤ ከባሮቹ፡ ለሚሻው፡ ያወርሳታል ፤ ምስጢንዋም፡ ፍ

ጻሚ፡ ለጥንቁቆቹ፡ ናት፡ አላቸው ።

129 —ከመምጣትህም፡ በፊት፡ ከመጣኸልንም፡ በኋላ፡ ተሰቃየን፡ አሉት ፤ ጌታችሁ፡ ጠላቶቻችሁን፡ ሊያጠፋ፡ እንዴት፡ እንደምትሠሩም፡ ይመለከት፡ ዘንድ፡ በምድር፡ ላይ፡ ሊተካችሁ፡ ይሻል፡ አላቸው ።

130 የፈርዖንንም፡ ቤተሰቦች፡ እንዲገሠጹ፡ በድርቅ፡ ዓመታትና፡ ከፍሬዎችም፡ በመቀነስ፡ በእርግጥ፡ ያዝናቸው ።

131 ደጊቱም፡ ነገር፡ (ምቶት)፡ በመጣችላቸው፡ ጊዜ፡ ይህች፡ ለኛ፡ (ተገቢ)፡ ናት፡ ይላሉ ፤ ክፋትም፡ ብታገኛቸው፡ በሙሳና፡ አብረውት፡ ባሉት፡ ገደቢስነት፡ ያመካኛሉ ፤ ንቁ ፤ ገደቢስነታቸው፡ አላህ፡ ዘንድ፡ ብቻ፡ ነው ፤ ግን፡ አብዛኛዎቻቸው፡ አያውቁም ።

132 (ለሙሳም)፡— በማንኛይቱም፡ ታምር፡ በርሷ፡ ልትደግምብን፡ ብትመጣብን፡ እኛ፡ ለአንተ፡ የምናምንልህ፡ አይደለንም፡ አሉ ፤

133 ወዲያውም፡ የውሃን፡ ማጥለቅለቅ፡ አንበጣንም፡ ነቀዝንም፡ እንቁራራቶችንም ፤ ደምንም፡ የተለያዩ፡ ታምራት፡ ሲሾኑ፡ በነሱ፡ ላይ፡ ላክን ፤ ኩሩም ፤ ተንኮላኞችም፡ ሕዝቦች፡ ነበሩ ።

134 በነርሱም፡ ላይ፡ ቅጣቱ፡ በወደቀባቸው፡ ጊዜ፡— ሙሳ፡ ሆይ! ጌታህን፡ ላንተ፡ ቃል፡ ኪዳን፡ በገባልህ፡ ነገር፡ ለኛ፡ ለምንልን ፤ ከኛ፡ ቅጣቱን፡ ብታነሳልን፡ ለአንተ፡ በእርግጥ፡ እናምንልሃለን ፤ የእስራኤልንም፡ ልጆች፡ ከአ

ንተ፡ ጋር፡ በእርግጥ፡ እንለቃለን ፤ አሉ ።

135 እነርሱም፡ ደራሾቹ፡ እሾኑበት፡ ጊዜ፡ ድረስ፡ ቅጣትን፡ ከነሱ፡ ላይ፡ ባነሳን፡ ጊዜ፡ ወዲያውኑ፡ እነርሱ፡ ቃላቸውን፡ ያፈርሳሉ ።

136 እነርሱ፡ በታምራታችን፡ ስለአስተባበሉም፡ ከርሷ፡ ዘንጊዎች፡ ስለሾኑም ፤ ከነሱ፡ ተበቀልን ፤ በባሕርም፡ ውስጥ፡ አሰጠምናቸው ።

137 እነዚያንም፡ ደካሞች፡ የነበሩትን፡ ሕዝቦች፡ ያሾኑ፡ በውስጧ፡ በረከት፡ ያደረግንባትን፡ ምድር፡ ምሥራቆችዋንም፡ ምዕራባዊንም አወረሰናቸው ፤ የጌታህም፡ መልካሚቱ፡ ቃል፡ በእስራኤል፡ ልጆች፡ ላይ፡ በመታገማቸው፡ ተፈጸመች ፤ ፈርዖንና፡ ሰዎቹም፡ ይሠሩት፡ የነበረውን፡ (ሕንጻ)፡ ጻስ፡ ያደርጉትም፡ የነበረውን፡ አፈረሰን ።

138 የእስራኤልንም፡ ልጆች፡ ባሕሩን፡ አሻገርናቸው ፤ ለነርሱ፡ በሾኑ፡ ጣዖታት፡ (መግዛት)፡ ላይ፡ በሚዘወትሩ፡ ሕዝቦች፡ ላይ፡ አለፉም ፤ ሙሳ፡ ሆይ፡— ለነርሱ፡ (ለሰዎቹ)፡ አማልክት፡ እንጻጻፋቸው፡ ለኛም፡ አምላክን፡ አድርግልን፡ አሉት ፤ እናንተ፡ የምትሰሩት፡ ሕዝቦች፡ ናችሁ ፤ አላቸው ።

139 እነዚህ፡ እነርሱ፡ በውስጡ፡ ያሉበት፡ ነገር፡ ጠፊ፡ ነው፡ ይሠሩት፡ የነበሩትም፡ ብልሹ፡ ነው፡ (አላቸው) ፤

140 ከአላህ፡ ሌላ፡ እርሱ፡ ከዓለማት፡ ያበለጣችሁ፡ ሲሾን፡ (የምትግገ

ዙት)፡ አምላክን፡ እፈልግላችኋለሁን? አለ ።

141 ከፈርዖንም፡ ቤተሰቦች፡ ብርቱን፡ ቅጣት፡ የሚያቀምሱዋችሁ፡ ወንዶች፡ ልጆቻችሁን፡ የሚገድሉ፡ ሴቶቻችሁንም፡ የሚተው፡ ሲሾኑ፡ ባዳንናችሁ፡ ጊዜ፡ (አስታውሱ) ፤ በይኸችሁም፡ ውስጥ፡ ከጌታችሁ፡ ዘንድ፡ የሾነ፡ ከባድ፡ ፈተና፡ አለበት ።

142 ሙሳንም፡ ሠላሳን፡ ሌሊት፡ (ሊጸምና፡ ልናነጋግረው)፡ ቀጠርነው ፤ በዐሥርም፡ (ሌሊት)፡ ሞላናት ፤ የጌታውም፡ ቀጠሮ፡ አርባ፡ ሌሊት፡ ሲሾን፡ ተፈጸመ ፤ ሙሳም፡ ለወንድሙ፡ ሃሩን፡— በሕዝቦቹ፡ ላይ፡ ተተካኝ ፤ አሳምርም፡ የአጥፊዎችንም፡ መንገድ፡ አትከተል፡ አለው ።

143 ሙሳም፡ ለቀጠሯችን፡ በመጣና፡ ጌታውም፡ ባነጋገረው፡ ጊዜ፡— ጌታዬ፡ ሆይ! (ነፍስህን)፡ አሳዩኝ፡ ወደ፡ አንተ፡ እመለከታለሁና፡ አለ ፤ (አላህም)፡— በፍጹም፡ አታደኝም፡ ግን፡ ወደ፡ ተራራው፡ ተመልከት ፤ በስፍራውም፡ ቢረጋ፡ በእርግጥ፡ ታደኛለህ፡ አለው ፤ ጌታውም፡ ለተራራው፡ በተገለጸ፡ ጊዜ፡ ንኩትኩት፡ አደረገው ፤ ሙሳም፡ ጮሆ፡ ወደቀ ፤ በአንስራራም፡ ጊዜ፡ ጥራት፡ ይገባህ ፤ ወዳንተ፡ ተመለስኩ ፤ እኔም፡ (በወቅቱ)፡ የምእምናን፡ መጀመሪያ፡ ነኝ፡ አለ ።

144 (አላህም)፡ አለው፡— ሙሳ፡ ሆይ! እኔ፡ በመልክቶቼና፡ በማናገሬ፡ በሰዎች፡ ላይ፡ (1) መረጥ

1 በዘመንህ፡ ካሉት ።

ኩሀ ፤ የሰጠሁህንም ፣ ያዝ ፤ ከአ መስጋኞቹም ፣ ኹን ።

145 ለርሱም ፣ በሰሌዳዎቹ ፣ ላይ ፣ ከነ ገሩ ፣ ሁሉ ፣ ግግጹንና ፣ ለነገሩም ፣ ሁሉ ፣ ግብራራትን ፣ ጸፍንለት ፤ (አልገም) ፣ በብርታትም ፣ ያዛት ፣ ሕዝቦችህንም ፣ በመልካሚ ፣ እንዲይዙ ፣ እዘዛቸው ፣ የአመጠኞቹን ፣ አገር ፣ በእርግጥ ፣ አሳያችኋለሁ ።

146 እነዚያን ፣ ያለ ፣ አግባብ ፣ በምድር ፣ ላይ ፣ የሚኮሩትን ፣ ከእንቀጾቹ ፣ በእርግጥ ፣ አዘራቸዋለሁ ፤ ታምርንም ፣ ሁሉ ፣ ቢያዩ ፣ በርሷ ፣ እያምኑም ፣ ቅንንም ፣ መንገድ ፣ ቢያዩ ፣ መንገድ ፣ አድርገው ፣ አይዙትም ፤ ግን ፣ የጥመትን ፣ መንገድ ፣ ቢያዩ መንገድ ፣ አድርገው ፣ ይይዙታል ፤ ይኸ ፣ እነርሱ ፣ በአንቀጾቻችን ፣ ስለ ፣ አስተባበሉና ፣ ከርሷም ፣ ዘንጊዎች ፣ ስለኾኑ ፣ ነው ።

147 እነዚያም ፣ በአንቀጾቻችንና ፣ መጨረሻይቱን ፣ ዓለም ፣ በመገናኘት ፣ ያስተባበሉት ፣ ሥራዎቻቸው ፣ ተበላሹ ፣ ይሠሩት ፣ የነበረውን ፣ እንጂ ፣ ይመነዳሉን ?

148 የሙሳም ፣ ሕዝቦች ፣ ከርሱ ፣ (ሙኼድ) ፣ በኋላ ፣ ከጌጦቻቸው ፣ ወይራንን ፣ አካልን ፣ ለርሱ ፣ ማግሳት ፣ ያለውን ፣ (አምላክ ፣ አድርገው) ፣ ያዙ ፤ እርሱ ፣ የማያናግራቸው ፣ መንገድንም ፣ የማይመራቸው ፣ መኾኑን ፣ አይመለከቱምን ? (አምላክ ፣ አድርገው) ፣ ያዙት ፤ በዳዮችም ፣ ኹን ።

149 በተጸጸቱና ፣ እነሱም ፣ በእርግጥ ፣ የተሳሳቱ ፣ መኾናቸውን ፣ ባዩ ፣ ጊዜ ፣ — ጌታችን ፣ ባያዘንልንና ፣

ባይምረን ፣ በእርግጥ ፣ ከከሳሪዎቹ ፣ እንኾናለን ፣ አሉ ።

150 የሙሳም ፣ እየተቆጣና ፣ እያዘነ ፣ ወደ ፣ ሕዝቦቹ ፣ በተመለሰ ፣ ጊዜ ፣ -ከኔ ፣ በኋላ ፣ በኔ ፣ ላይ ፣ የተካችሁት ፣ ነገር ፣ ከፋ ፣ የጌታችሁን ፣ ትእዛዝ ፣ ተቻኩላችሁን ? አላቸው ፤ ሰሌዳዎቹንም ፣ ጣላቸው ፣ የወንድሙንም ፣ ራስ ፣ (ጸጉር) ፣ ወደርሱ ፣ የሚጉትተው ፣ ሲኾን ፣ ያዘ ፤ (ወንድሙም) ፣ — የናቱ ፣ ልጅ ፣ ሆይ ፤ ሕዝቦቹ ፣ ናቁኝ ፤ ሲገድሉኝም ፣ ተቃረቡ ፤ ስለዚህ ፣ በኔ ፣ ጠላቶችን ፣ አታስደስትብኝ ፤ ከአመጠኞች ፣ ሕዝቦችም ፣ ጋር ፣ አታድርገኝ ፣ አለው ።

151 (ሙሳም) ፣ — ጌታዬ ፣ ሆይ ፤ ለእኔም ፣ ለወንድሜም ፣ ማር ፤ በእዝነትህም ፣ ውስጥ ፣ አግባን ፤ እንተም ፣ ከእዛኞች ፣ ሁሉ ፣ ይበልጥ ፣ አዛኝ ፣ ነህ ፣ አለ ።

152 እነዚያ ፣ ወይራትን ፣ (አምላክ ፣ አድርገው) ፣ የያዙ ፣ ከጌታቸው ፣ ዘንድ ፣ ቁጣ ፤ በቅርቢቱም ፣ ሕይወት ፣ ውርደት ፣ በእርግጥ ፣ ያገኛቸዋል ፤ እንዲሁም ፣ ቀጣፊዎችን ፣ እንቀጣለን ።

153 እነዚያም ፣ ኃጢአቶችን ፣ የሠሩ ፣ ከዚያም ፣ ከርሷ ፣ በኋላ ፣ የተጸጸቱ ፣ ያመኑም ፣ ጌታህ ፣ ከርሷ ፣ በኋላ ፣ በእርግጥ ፣ መሐሪ ፣ አዛኝ ፣ ነው ።

154 ከሙሳም ፣ ቁጣው ፣ በበረዶ ፣ ጊዜ ፣ ሰሌዳዎቹን ፣ በግልባሚቸው ፣ ውስጥ ፣ ለእነዚያ ፣ እነርሱ ፣ ጌታቸውን ፣ የሚፈሩ ፣ ለኾኑት ፣ መምሪያና ፣ እዝነት ፣ ያለባቸው ፣ ሲኾኑ ፣ ያዘ ።

155 የሙሳም ፣ ከሕዝቦቹ ፣ ውስጥ ፣ ለቀጠሮዎችን ፣ ሰባን ፣ ሰዎች ፣ መረጠ ፤ ብርቱ ፣ የምድር ፣ እንቅጥቃጤ ፣ በያዘቻቸውም ፣ ጊዜ ፣ ሙሳ ፣ አለ ፣ — ጌታዬ ፣ ሆይ ፤ በሻህ ፣ ኖሮ ፣ ከአሁን ፣ በፊት ፣ በአጠፋሃቸው ፣ ነበር ፤ እኔንም ፣ (ባጠፋኸኝ ፣ ነበር) ፤ ከኛ ፣ ቂሉቼ ፣ በሠሩት ፣ ነገር ፣ ታጠፋናለህን ? እርሷ ፣ (ፈተናይቱ) ፣ ያንተ ፣ ፈተና ፣ እንጂ ፣ ሌላ ፣ አይደለችም ፤ በርሷ ፣ የምትሻውን ፣ ታሳሰታለህ ፤ የምትሻውንም ፣ ታቀናለህ ፤ አንተ ፣ ረዳታችን ፣ ነህና ፣ ለኛ ፣ ምሕረት ፣ አድርግልን ፤ እዘንልንም ፤ አንተም ፣ ከመሐሪዎች ፣ ሁሉ ፣ በላጭ ፣ ነህ ።

156 ለኛም ፣ በዚች ፣ በቅርቢቱ ፣ ዓለም ፣ መልካሚን ፣ በመጨረሻይቱም ፣ (መልካሚን) ፣ ጸፍልን ፤ እኛ ፣ ወደ ፣ አንተ ፣ ተመለስን ፤ (ሲል ፣ ሙሳ ፣ ጸለየ ፣ አላህም) ፣ አለ ፣ — ቅጣቱ ፣ በርሱ ፣ የምሻውን ፣ ሰው ፣ እቀጣበታለሁ ፤ ችሮታየም ፣ ነገሩን ፣ ሁሉ ፣ ሰፋችኩ ፣ ለእነዚያም ፣ ለሚጠነቀቁ ፣ ዘካንም ፣ ለሚሰጡ ፣ ለእነዚያም ፣ እነሱ ፣ በአንቀጾቻችን ፣ ለሚያጡ ፣ በእርግጥ ፣ እጽፋታለሁ ።

157 ለእነዚያ ፣ ያንን ፣ እነሱ ፣ ዘንድ ፣ በተውራትና ፣ በኢንጂል ፣ ተጽፎ ፣ የሚያገኙትን ፣ የማይጽፍና ፣ የማያነብ ፣ ነቢይ ፣ የኾነውን ፣ መልክተኛ ፣ የሚከተሉ ፣ ለኾኑት ፣ (በእርግጥ ፣ እጽፋታለሁ) ፤ በበኋላ ፣ ሥራ ፣ ያዛቸዋል ፤ ከክፋም ፣ ነገር ፣ ይከለክላቸዋል ፤ መልካም ፣ ነገሮችንም ፣ ለነርሱ ፣ ይፈቅድላቸዋል ፤ መጥፎ ፣ ነገሮችንም ፣

በነሱ ፣ ላይ ፣ እርም ፣ ያደርግባቸዋል ። ከነሱም ፣ ላይ ፣ ሸክማቸውንና ፣ እነዚያንም ፣ በነሱ ፣ ላይ ፣ የነበሩትን ፣ እንዛዝላዎች ፣ (ከባድ ሕግጋቶች) ፣ ያነሳላቸዋል ፤ እነዚያም ፣ በርሱ ፣ ያመኑ ፣ ያከበሩትም ፣ የረዱትም ፣ ያንንም ፣ ከርሱ ጋር ፣ የተወረደውን ፣ ብርሃን ፣ የተከተሉ ፣ እነዚያ ፣ እነሱ ፣ የሚድኑ ፣ ናቸው ።

158 (ሙሐመድ ፣ ሆይ ፤) በላቸው ፣ — እላንተ ፣ ሰዎች ፣ ሆይ ፤ እኔ ፣ ወደናንተ ፣ ወደሁላችሁም ፣ የአላህ ፣ መልክተኛ ፣ ነኝ ፤ (እርሱም) ፣ ያ ፣ የሰማያትና ፣ የምድር ፣ ንግሥና ፣ ለርሱ ፣ ብቻ ፣ የኾነ ፣ ነው ፤ እርሱ ፣ እንጂ ፣ ሌላ ፣ አምላክ ፣ የለም ፤ ሕያው ፣ ያደርጋል ፤ ይገድላልም ፤ በአላህ ፣ በዚያም ፣ በአላህና ፣ በቃላቶቹ ፣ በሚያምነው ፣ የማይጽፍ ፣ የማያነብ ፣ ነቢይ ፣ በኾነው ፣ መልክተኛው ፣ እመኑ ፤ ቅንንም ፣ መንገድ ፣ ትመሩ ፣ ዘንድ ፣ ተከተሉት ።

159 ከሙሳም ፣ ሕዝቦች ፣ በውነት ፣ የሚመሩና ፣ በርሱም ፣ (ፍርድን) ፣ የሚያስተካክሉ ፣ ጭፍሮች ፣ አልሉ ።

160 ዐሥራ ፣ ሁለት ፣ ነገዶች ፣ ሕዝቦች ፣ አድርገንም ፣ ከፋፈልናቸው ፤ ወደ ፣ ሙሳም ፣ ወገኖቹ ፣ መጠጣትን ፣ በፈለጉበት ፣ ጊዜ ፣ ደንገያውን ፣ በበትርህ ፣ ምታው ፣ ስንል ፣ ላክን ፤ (መታውም) ፣ ከርሱ ፣ ዐሥራ ፣ ሁለት ፣ ምንጮችም ፣ ፈለቁ ፤ ሰዎቹ ፣ ሁሉ ፣ መጠጫቸውን ፣ በእርግጥ ፣ ዐወቁ ፤ በነሱም ፣ ላይ ፣ ደመናን ፣ አጠለልን ፤ በነሱም ፣ ላይ ፣ መናንና ፣

ድርጭትን ፣ አወረድን ፣ ከሰጠና ችሁም ፣ መልካም ፣ ሲሳይ ፣ ብሉ ፣ (አልን ፣ ጸጋችንን ፣ በመካዳቸው) ፣ አልበደሉንም ፣ ግን ፣ ነፍሶቻቸውን ፣ የሚበድሉ ፣ ነበሩ ።

161 ለነርሱም ፣ በተባሉ ፣ ጊዜ ፣ (አስታውስ) ፣ በዚች ፣ ከተማ ፣ ተቀመጡ ፣ ከርሷም ፣ በሻችሁት ፣ ስፍራ ፣ ብሉ ፣ (የምንፈልገው) ፣ የጋጠአታችንን ፣ መርገፍ ፣ ነው ፣ በሉም ፣ የከተማይቱንም ፣ በር ፣ አንንብሳችሁ ፣ ግቡ ፣ ጋጠአቶቻችሁን ፣ ለእናንተ ፣ እንምራሉንና ፣ በጎ ፣ ለሠሩት ፣ በእርግጥ ፣ እንጨምራለን ።

162 ከነሱም ፣ ውስጥ ፣ እነዚያ ፣ (ራሳቸውን) ፣ የበደሉት ፣ ሰዎች ፣ ከዚያ ፣ ለነርሱ ፣ ከተባለው ፣ ሌላ ፣ የኾነን ፣ ቃል ፣ ለወጡ ፣ በነርሱም ፣ ላይ ፣ ይበድሉ ፣ በነበሩት ፣ በደል ፣ መዐትን ፣ ከሰማይ ፣ ላክንባቸው ።

163 ከዚያችም ፣ በባሕሩ ፣ ዳርቻ ፣ ከነበረችው ፣ ከተማ ፣ በቅዳሚ ፣ (ቀን) ፣ ወሰን ፣ ባለፉ ፣ ጊዜ ፣ በሰንበታቸው ፣ ቀን ፣ ዐሣዎቻቸው ፣ የተከማቹ ፣ ኾነው ፣ በሚመጡላቸው ፣ ጊዜ ፣ (የኾነውን) ፣ ጠይቃቸው ፣ ሰንበትንም ፣ በማያከብሩበት ፣ (በሌላው) ፣ ቀን ፣ አይመጡላቸውም ፣ እንደዚሁ ፣ ያምጡበት ፣ በነበሩት ፣ ምክንያት ፣ እንሞክራቸዋለን ።

164 ከነሱም ፣ (ከፊሎቹ) ፣ ሕዝቦች ፣— አላህ ፣ አጥፊያቸው ፣ ወይም ፣ በብርቱ ፣ ቅጣት ፣ ቀጨአቸው ፣ የኾኑትን ፣ ሕዝቦች ፣ ለምን ፣ ትግሥጻላችሁ ? ባሉ ፣ ጊዜ ፣ (ጎሳጮቹ) ፣— ወደ ፣ ጌታችሁ ፣ በቂ ፣ ምክንያት ፣ እንዲኾንና ፣ እነርሱም ፣ ቢከለከሉ ፣ ብለን ፣ ነው ፣ አሉ ።

165 በርሱም ፣ የተገሠጹበትን ፣ ነገር ፣ በተው ፣ ጊዜ ፣ እነዚያን ፣ ከከፉ ፣ የሚከለክሉትን ፣ አዳን ፣ እነዚያንም ፣ የበደሉትን ፣ ያምጡ ፣ በነበሩት ፣ ምክንያት ፣ በብርቱ ፣ ቅጣት ፣ ያዝናቸው ።

166 ከርሱም ፣ ከተከለከሉት ፣ ነገር ፣ በኩሩ ፣ ጊዜ ፣ ለነሱ ፣ ወራዶች ፣ ዝንጀሮዎች ፣ ኹኑ ፣ አልን ፣ (ኾኑም) ።

167 ጌታህም ፣ እስከ ፣ ትንሣኤ ፣ ቀን ፣ ክፉ ፣ ቅጣትን ፣ የሚያቀምሳቸውን ፣ ሰው ፣ በነሱ ፣ ላይ ፣ በእርግጥ ፣ የሚልክ ፣ መኾኑን ፣ ባስታወቀ ፣ ጊዜ ፣ (አስታውሳቸው) ፣ ጌታህ ፣ በእርግጥ ፣ ቅጣት ፣ ፈጣን ፣ ነው ፣ እርሱም ፣ በእርግጥ ፣ እጅግ ፣ መሐሪ ፣ አዛኝ ፣ ነው ።

168 (የእስራኤልን ፣ ልጆች) ፣ በምድር ፣ ላይ ፣ የተለያዩ ፣ ሕዝቦች ፣ አድርገንም ፣ ከፋፈልናቸው ፣ ከነሱ ፣ መልካሞች ፣ አልሉ ፣ ከነሱም ፣ ከዚያ ፣ ሌላ ፣ አልሉ ፣ ይመለሱ ፣ ዘንድም ፣ በተድላዎችም ፣ በመከራዎችም ፣ ሞከርናቸው ።

169 ከኋላቸውም ፣— መጽሐፉን ፣ የወረሱ ፣ መጥፎ ፣ ምትኮች ፣ ተተኩ ፣ የዚህን ፣ የቅርቡን ፣ ጠፊ ፣ ጥቅም ፣ ይይዛሉ ፣ ብጤውም ፣ ጥቅም ፣ ቢመጣላቸው ፣ የሚይዙት ፣ ሲኾኑ ፣ (በሠራነው) ፣— ለኛ ፣ ምሕረት ፣ ይደረግልናል ፣ ይላሉ ፣ በአላህ ፣ ላይ ፣ ከውነት ፣ በቀር ፣ እንዳይናገሩ ፣ በነርሱ ፣ ላይ ፣ የመጽሐፉ ፣ ቃል ፣ ኪዳን ፣ አልተያዘባቸውምን ? በ

ርሱ ፣ ውስጥ ፣ ያለውንም ፣ አላነበቡምን ? የመጨረሻይቱም ፣ አገር ፣ ለነዚያ ፣ ጌታቸውን ፣ ለሚፈሩት ፣ በላጭ ፣ ናት ፣ እታውቁምን ?

170 እነዚያም ፣ መጽሐፉን ፣ ጠብቀው ፣ የሚይዙ ፣ ሦላትንም ፣ በደንቡ ፣ የሰገዱ ፣ እኛ ፣ የመልካም ፣ ሠሪዎችን ፣ ዋጋ ፣ አናጠፋም ።

171 የጡርን ፣ ተራራ ፣ ነቅለን ፣ ከበላያቸው ፣ እንደ ፣ ጥላ ፣ ኾኖ ፣ በእነሳነውና ፣ እርሱም ፣ በነሱ ፣ ላይ ፣ ወዳቂ ፣ መኾኑን ፣ ባረጋገጡ ፣ ጊዜ ፣ (አስታውስ) ፣ የሰጠናችሁን ፣ በብርታት ፣ ያዙ ፣ ትጠነቀቁም ፣ ዘንድ ፣ በውስጡ ፣ ያለውን ፣ ተገንዝቡ ፣ (አልን) ።

172 ጌታህም ፣ ከአደም ፣ ልጆች ፣ ከጀርባቸው ፣ ዘርቻቸውን ፣ ባወጣና ፣ ጌታችሁ ፣ አይደለሁምን ? ሲል ፣ በነፍሶቻቸው ፣ ላይ ፣ ባስመሰከራቸው ፣ ጊዜ ፣ (የኾነውን ፣ አስታውስ) ፣ ጌታችን ፣ ነህ ፣ መሰከርን ፣ አሉ ፣ በትንሣኤ ፣ ቀን ፣ ከዚህ ፣ (ኪዳን) ፣ ዘንጊዎች ፣ ነበርን ፣ እንዳትሉ ፣

173 ወይም ፣ (ጣዖታትን) ፣ ያጋሩት ፣ ከኛ ፣ በፊት ፣ የነበሩት ፣ አባቶቻችን ፣ ብቻ ፣ ናቸው ፣ እኛም ፣ ከነሱ ፣ በኋላ ፣ የኾን ፣ ዘርች ፣ ነበርን ፣ አጥፊዎቹ ፣ በሠሩት ፣ ታጠፋናለህን ? እንዳትሉ ፣ (አስመሰከርናችሁ) ።

174 እንደዚሁም ፣ (እንዲያስቡ) ፣ እንዲመለሱም ፣ እንቀጸችን ፣ እናብራራለን ።

175 የዚያንም ፣ ታምራታችንን ፣ የሰጠነውንና ፣ ከርሷ ፣ የወጣውን ፣

ሰይጣንም ፣ ያስከተለውን ፣ ከጠማሞቹም ፣ የኾነውን ፣ ሰው ፣ ወራ ፣ በነርሱ ፣ ላይ ፣ አንብብላቸው ።

176 በሻንም ፣ ኖሮ ፣ በርሷ ፣ ከፍ ፣ ባደረገነው ፣ ነበር ፣ እርሱ ፣ ግን ፣ ወደ ፣ ምድር ፣ ተዘነበለ ፣ ፍላጎቱንም ፣ ተከተለ ፣ ብጤውም ፣ ብታባርረው ፣ ምላሱን ፣ አውጥቶ ፣ የሚያለኽልህ ፣ ወይም ፣ ብትተውው ፣ ምላሱን ፣ አውጥቶ ፣ የሚያለኽልህ ፣ እንደ ፣ ኾነ ፣ ውሻ ፣ ነው ፣ ይህ ፣ የነዚያ ፣ በአንቀጾቻችን ፣ ያስተባበሉት ፣ ሕዝቦች ፣ ምላሌ ፣ ነው ፣ ያስተነትኑም ፣ ዘንድ ፣ ታሪኮችን ፣ ተርክላቸው ።

177 የነዚያ ፣ በአንቀጾቻችን ፣ ያስተባበሉትና ፣ ነፍሶቻቸውን ፣ ይበድሉ ፣ የነበሩት ፣ ሰዎች ፣ ምላሌ ፣ ከፋ ፣

178 አላህ ፣ የሚያቀናው ፣ ሰው ፣ ቅን ፣ እርሱ ፣ ነው ፣ የሚያጠመውም ፣ ሰው ፣ እነዚያ ፣ ከሳሪዎቹ ፣ እነሱ ፣ ናቸው ።

179 ከጋኔንም ፣ ከሰዎችም ፣ ብዙዎችን ፣ ለገሀነም ፣ በእርግጥ ፣ ፈጠርን ፣ ለነርሱ ፣ በርሳቸው ፣ የማያውቁባቸው ፣ ልቦች ፣ አሏቸው ፣ ለነሱም ፣ በሳቸው ፣ የማያዩባቸው ፣ ዓይኖች ፣ አሉዋቸው ፣ ለነሱም ፣ በሳቸው ፣ የማይሰሙባቸው ፣ ጀሮዎች ፣ አሉዋቸው ፣ እነዚያ ፣ እንደ ፣ እንሰላዎች ፣ ናቸው ፣ ይልቁንም ፣ እነርሱ ፣ በጣም ፣ የተሳሳቱ ፣ ናቸው ፣ እነዚያ ፣ ዘንጊዎቹ ፣ እነርሱ ፣ ናቸው ፣

180 ለአላህም ፣ መልካም ፣ ሰዎች ፣ አሉት ፣ (ስትጸልፁ) ፣ በርሷም ፣

ጥሩት ፤ እነዚያንም ፡ ስሞቹን ፡ የሚያጣምሙትን ፡ ተውዋቸው ፤ ይሠሩት ፡ የነበሩትን ፡ ነገር ፡ በእርግጥ ፡ ይመነዳሉ ።

181 ከፈጠርናቸውም ፡ ሰዎች ፡ በውነት ፡ የሚመሩ ፡ በርሱም ፡ (ፍርድን) ፡ የሚያስተካክሉ ፡ ሕዝቦች ፡ አልሉ ፤

182 እነዚያንም ፡ በአንቀጾቻችን ፡ ያስተባበሉትን ፡ ከማያውቁት ፡ ስፍራ ፡ ቀስ ፡ በቀስ ፡ (ምችትን ፡ በመጨመር) ፡ እናዘነጋቸዋለን ።

183 ለነርሱም ፡ ጊዜ ፡ እለጣቸዋለሁ ፡ ጥበቤ ፡ ብርቱ ፡ ነውና ።

184 በነቢያቸው ፡ (በሙሐመድ) ፡ ምንም ፡ ዕብደት ፡ የሌለበት ፡ መኾኑን ፡ አያስተውሉምን ? እርሱ ፡ ግልጽ ፡ አስጠንቃቂ ፡ እንጅ ፡ ሌላ ፡ አይደለም ።

185 በሰማያትና ፡ በምድር ፡ ግዛት ፡ ውስጥ ፡ ከማንኛው ፡ ነገር ፡ አላህ ፡ በፈጠረውም ፡ ሁሉ ፡ የሞት ፡ ጊዜ ያቸውም ፡ በእርግጥ ፡ መቅረቡ ፡ የሚፈራ ፡ መኾኑን ፡ አያስተውሉምን ? ከርሱም ፡ (ከቁርአን) ፡ ወዲያ ፡ በየትኛው ፡ ንግግር ፡ ያምናሉ ።

186 አላህ ፡ የሚያጠመው ፡ ሰው ፡ ለርሱ ፡ ምንም ፡ አቅኝ ፡ የለውም ፤ በጥመታቸውም ፡ ውስጥ ፡ እየዋለሉ ፡ ይተዋቸዋል ።

187 ከሰዓቲቱ ፡ መቼ ፡ እንደምትረጋ ፡ (እንደምትመጣ) ፡ ይጠይቁሃል ፤ ዕውቀቷ ፡ በጌታዬ ፡ ዘንድ ፡ ነው ፤ በጊዜዋ ፡ እርሱ ፡ እንጂ ፡ ሌላ ፡ አይገልጣትም ፤ በሰማያትና ፡ በምድርም ፡ ከበደች ፤ በድንገት ፡ ቢኾን ፡ እንጂ ፡ አትመጣችሁም ፡ በላቸው ፤ ከርሷ ፡ አጥብቀህ ፡

እንደ ፡ ተረዳህ ፡ አድርገው ፡ ይጠይቁሃል ፤ ዕውቀቷ ፡ አላህ ፡ ዘንድ ፡ ብቻ ፡ ነው ፤ ግን ፡ አብዛኛዎቹ ፡ ሰዎች ፡ አያውቁም ፤ በላቸው ።

188 አላህ ፡ የቸውን ፡ በስተቀር ፡ ለራሴ ፡ ጥቅምንም ፡ ጉዳትንም ፡ ማምጣት ፡ አልችልም ፡ ሩቅንም ፡ (ምስጢር) ፡ የማውቅ ፡ በነበርኩ ፡ ናሮ ፡ ከመልካም ፡ ነገር ፡ ባበዛሁና ፡ ክፉም ፡ ነገር ፡ ባልነካኝ ፡ ነበር ፤ እኔ ፡ ለሚያምኑ ፡ ሕዝቦች ፡ አስፈራሪና ፡ አብሳሪ ፡ እንጂ ፡ ሌላ ፡ አይደለሁም ፡ በላቸው ።

189 እርሱ ፡ ያ ፡ ከአንዲት ፡ ነፍስ ፡ (ከአደም) ፡ የፈጠራችሁ ፡ ከርሷም ፡ መቀናጀዋን ፡ ወደርሷ ፡ ይረካ ፡ ዘንድ ፡ ያደረገ ፡ ነው ። በተገናኛትም ፡ ጊዜ ፡ ቀላልን ፡ እርግዝና ፡ አረገዝች ፤ እርሱንም ፡ (ዕንሱን) ፡ ይዛው ፡ ጌደች ፤ በከበደችም ፡ ጊዜ ፡— ደግን ፡ ልጅ ፡ ብትሰጠን ፡ በእርግጥ ፡ ከአመስጋኞቹ ፡ እንኾናለን ፤ ሲሉ ፡ ጌታቸውን ፡ አላህን ፡ ለመኑ ።

190 መልካምን ፡ ልጅ ፡ በሰጣቸውም ፡ ጊዜ ፡ በሰጣቸው ፡ ልጅ ፡ (ስም) ፡ ለርሱ ፡ ተጋሪዎችን ፡ አደረጉ ለት ፤ (1) አላህም ፡ ከሚያጋሩት ፡ ሁሉ ፡ ላቀ ።

191 ምንንም ፡ የማይፈጥሩትንና ፡ እነርሱም ፡ የሚፈጠሩትን ፡ (በአላህ) ፡ ያጋራሉን ?

192 ለነርሱም ፡ መርዳትን ፡ የማይችሉትን ፡ ነፍሶቻቸውንም ፡ የማይረዱትን ፡ (ያጋራሉን ?)

1 ስሙን ፡ ወደ ፡ ሌላ ፡ አስጠገተው ፡ በመጥራት ።

193 (ጣዖቶቹን) ፡ ወደ ፡ ቅን ፡ መንገድ ፡ ብትጠሩዋቸውም ፡ አይከተሉዎችሁም ፤ ብትጠሩዎቸው ፡ ወይም ፡ እናንተ ፡ ዝምተኞችም ፡ ብትኾኑ ፡ በናንተ ፡ ላይ ፡ እኩል ፡ ነው ፤

194 እነዚያ ፡ ከአላህ ፡ ሌላ ፡ የምትግዛዙዎቸው ፡ ብጤዎቻችሁ ፡ ተገዢዎች ፡ ናቸው ፤ እውነተኛችም ፡ እንደኾናችሁ ፡ ጥሩዎቸውና ፡ ለናንተ ፡ ይመልሱላችሁ ፤ (አይችሉም) ።

195 ለነርሱ ፡ በርሳቸው ፡ የሚኼዱ ባቸው ፡ እግሮች ፡ አሉዎቸውን ? ወይስ ፡ ለነሱ ፡ በርሳቸው ፡ የሚጨጠሙባቸው ፡ እጆች ፡ አሉዎቸውን ? ወይስ ፡ ለነሱ ፡ በርሳቸው ፡ የሚያዩባቸው ፡ ዓይኖች ፡ አሉዎቸውን ? ወይስ ፡ ለነሱ ፡ በርሳቸው ፡ የሚሰሙባቸው ፡ ጆሮዎች ፡ አሉዎቸውን ?— ያጋራችኋቸውን ፡ ጥሩ ፡ ከዚያም ፡ ተተናኮሉኝ ፤ ጊዜም ፡ አትስጡኝ ፤ (አልፈራችሁም) ፡ በላቸው ።

196 የኔ ፡ ረዳቲ ፡ ያ ፡ መጽሐፉን ፡ (ቁርአንን) ፡ ያወረደልኝ ፡ አላህ ፡ ነውና ፤ እርሱም ፡ መልካም ፡ ሠሪዎችን ፡ ይረዳል ፡ (በላቸው) ።

197 እነዚያም ፡ ከርሱ ፡ በቀር ፡ የምትግዛዙዎቸው ፡ ሲረዱዎችሁ ፡ አይችሉም ፤ ነፍሶቻቸውንም ፡ አይረዱም ።

198 ወደ ፡ ቅንም ፡ መንገድ ፡ (እንዲመሩዎችሁ) ፡ ብትጠሩዎቸው ፡ አይሰሙም ፤ (በላቸው) ፤ እነርሱንም ፡ የማያዩ ፡ ሲኾኑ ፡ ወደ ፡ አንተ ፡ ሲመለከቱ ፡ ታያቸዋለህ ።

199 ገርን ፡ ጠባይ ፡ ያዝ ፤ በመልካምም ፡ እዘዝ ፡ ባለጌዎቹንም ፡ ተዋቸው ።

200 ከሰይጣንም ፡ (በኩል) ፡ ጉትጉታ ፡ ቢያገኝህ ፡ በአላህ ፡ ተጠበቅ ፤ እርሱ ፡ ሰሚው ፡ ዐዋቂው ፡ ነውና ።

201 እነዚያ ፡ የተጠነቀቁት ፡ ከሰይጣን ፡ የኾነ ፡ ዘዋሪ ፡ በነካቸው ፡ ጊዜ ፡ (ጌታቸውን) ፡ ይገነዘባሉ ፤ ወዲያውም ፡ እነሱ ፡ ተመልካቾች ፡ ይኾናሉ ።

202 ወንድሞቻቸውም ፡ (1) ጥመትን ፡ ይጨምሩላቸዋል ፤ ከዚያም ፡ (እነርሱ) ፡ አይገቱም ።


203 በታምርም ፡ ባልመጣሃቸው ፡ ጊዜ ፡ (በራስህ) ፡— ለምን ፡ አትፈጥራትም ፡ ይላሉ ፤ ከጌታዬ ፡ ወደኔ ፡ የተወረደውን ፡ ብቻ ፡ እከተላለሁ ፤ ይህ ፡ (ቁርአን) ፡ ከጌታችሁ ፡ ሲኾን ፡ ለሚያምኑ ፡ ሕዝቦች ፡ መረጃዎችና ፡ መምሪያ ፡ እዝነትም ፡ ነው ፡ በላቸው ።

204 ቁርአንም ፡ በተነበበ ፡ ጊዜ ፡ እርሱን ፡ አዳምጡ ፤ ጸጥም ፡ በሉ ፤ ይታዘንላችኋልና ።

205 ጌታህንም ፡ በምስጢር ፡ ተዋድቀህና ፡ ፈርተህ ፡ ከጨካኝት ፡ በታችም ፡ በኾነ ፡ ቃል ፡ በጧትም ፡ በማታም ፡ አውሳው ፤ ከዘንጊዎቹም ፡ አትኹን ።

206 እነዚያ ፡ እጌታህ ፡ ዘንድ ፡ ያሉት ፡ (መላእክት) ፡ እርሱን ፡ ከመግዛት ፡ አይከሩም ፤ ያወድሱታልም ፤ ለርሱም ፡ ብቻ ፡ ይሰግዳሉ ።

1 የከጋዲያን ፡ ወንድሞች ፡ ሰይጣናት ።



በአላህ ፡ ስም ፡ እጅግ ፡ በጣም ፡
 ርኅሩህ ፡ በጣም ፡ አዛኝ ፡ በሆነው ።
 1 ከጦር ፡ ዘረፋ ፡ ገንዘቦች ፡ ይጠይቁ
 ሃል ፤ የዘረፋ ፡ ገንዘቦች ፡ የአላህ
 ሀና ፡ የመልክተኛው ፡ ናቸው ፤ ስለዚህ ፡
 አላህን ፡ ፍሩ ፤ በመካከላችሁ ፡
 ያለችውንም ፡ ኹኔታ ፡ አሳምሩ ፤
 አማኞችም ፡ እንደሆኑ ፡ አላህንና ፡
 መልክተኛውን ፡ ታዘዙ ፡ በላቸው ።
 2 ፍጹም ፡ ምእምናን ፡ እነዚያ ፡ አላህ ፡
 በተወሳ ፡ ጊዜ ፡ ልቦኞቻቸው ፡
 የሚፈሩት ፤ በነሱም ፡ ላይ ፡ አንቀጾችን ፡
 በተነበቡ ፡ ጊዜ ፡ እምነትን ፡ የሚጨምሩላቸው ፡
 በጌታቸውም ፡ ላይ ፡ ብቻ ፡ የሚመኩት ፡
 ናቸው ።
 3 እነዚያ ፡ ሰላትን ፡ ደንቡን ፡ አሟልተው ፡
 የሚሰግዱ ፡ ከሰጠናቸውም ፡ ሲሳይ ፡
 የሚለግሱ ፡ ናቸው ።
 4 እነዚያ ፡ በውነት ፡ አማኞች ፡ እነሱ ፡
 ብቻ ፡ ናቸው ፤ ለነሱ ፡ በጌታቸው ፡
 ዘንድ ፡ ደረጃዎች ፡ ምሕረትና ፡
 የከበረ ፡ ሲሳይም ፡ አላቸው ።
 5 (ይህ ፡ በዘረፋ ፡ ክፍያ ፡ የከፈሉ ፡ ሰው ፡
 መጥላት) ፡ ከምእምናን ፡ ከፈሉ ፡ የጠሉ ፡
 ሲኾኑ ፡ ጌታህ ፡ ከቤትህ ፡ በውነት ፡ ላይ ፡
 ኾነህ ፡ እንዳወጣህ ፡ ነው ።
 6 እነርሱ ፡ እያዩ ፡ ወደሞት ፡ እንደሚነዱ ፡
 ኾነው ፡ በውነቱ ፡ ነገር ፡

(በመጋደል ፡ ግዴታነት) ፡ ከተገለጸላቸው ፡
 በኋላ ፡ ይከራከሩሃል ።
 7 አላህም ፡ ከሁለቱ ፡ ጭፍሮች ፡ (1) አንደኛውን ፡
 እርሷ ፡ ለናንተ ፡ ናት ፡ ሲል ፡ ተስፋ ፡ በሰጣችሁ ፡
 ጊዜ ፤ የገይል ፡ ባለቤት ፡ ያልኾነችውም ፡
 (ነጋዴይቱ) ፡ ለናንተ ፡ ልትኾን ፡ በወደዳችሁ ፡ ጊዜ ፡
 አላህም ፡ በተስፋ ፡ ቃላት ፡ እውነትን ፡
 ማረጋገጠን ፡ ሊገልጽና ፡ የከላዲዎችንም ፡
 መጨረሻ ፡ ሊቆርጥ ፡ በሻ ፡ ጊዜ ፡ (የኾነውን ፡ እስታውስ) ።
 8 (ይህንንም ፡ ያደረገው) ፡ አጋሪዎቹ ፡
 ቢጠሉም ፡ እውነቱን ፡ ሊያረጋግጥ ፡ ከሕይወትም ፡
 ሊያጠፋ ፡ ነው ።
 9 ከጌታችሁ ፡ ርዳታን ፡ በፈለጋችሁ ፡
 ጊዜ ፡ እኔ ፡ በሺሕ ፡ መላእክት ፡ ተከታታዮች ፡
 ሲኾኑ ፡ እረዳችኋለሁ ፡ ሲል ፡ ለናንተ ፡ የተቀበላችሁን ፡
 (እስታውሱ) ።
 10 አላህም ፡ (ይኾንን ፡ ርዳታ) ፡ ለብሰራትና ፡
 ልቦኞችሁ ፡ በርሱ ፡ ሊረኩበት ፡ እንጂ ፡ ለሌላ ፡
 አላደረገውም ፤ ድልም ፡ መንሳት ፡ ከአላህ ፡
 ዘንድ ፡ እንጂ ፡ ከሌላ ፡ አይደለም ፤ አላህ ፡
 አሸናፊ ፡ ጥበበኛ ፡ ነውና ።
 11 ከርሱ ፡ በኾነው ፡ ጸጥታ ፡ (በጦር ፡ ግንባር) ፡
 በእንቅልፍ ፡ በሸፈና

1 ከቆረቆረ ፡ ሲራራና ፡ ከመረኛዋ ።

ችሁና ፡ ውሃንም ፡ በርሱ ፡ ሊያጠራችሁ ፡
 የሰይጣንንም ፡ ጉትጉታ ፡ ከናንተ ፡
 ሊያስወግድላችሁ ፡ ልቦኞችሁንም ፡
 (በትዕግሥት) ፡ ሊያጠነክርላችሁ ፡ በርሱም ፡
 ጫሞችን ፡ (በአሸዋው ፡ ላይ) ፡ ሊያደላድላላችሁ ፡
 በናንተ ፡ ላይ ፡ ከሰማይ ፡ ባወረደላችሁ ፡
 ጊዜ ፡ (እስታውሱ) ።
 12 ጌታህ ፡ ወደ ፡ መላእክቱ ፡ — እኔ ፡
 (በርዳታዬ) ፡ ከናንተ ፡ ጋር ፡ ነኝና ፡
 እነዚያን ፡ ያመኑትን ፡ አጥናኑ ፤ በነዚያ ፡
 በካዱት ፡ ልቦኞች ፡ ውስጥ ፡ ፍርሃትን ፡
 በእርግጥ ፡ እጥላለሁ ፤ ከአንገቶችም ፡ በላይ ፡
 (ራሶችን) ፡ ምቱ ፤ ከነሱም ፡ የቅርንጫፎችን ፡
 መለያልይ ፡ ሁሉ ፡ ምቱ ፤ ሲል ፡ ያወረደውን ፡
 (እስታውስ) ።
 13 ይህ ፡ እነርሱ ፡ አላህንና ፡ መልክተኛውን ፡
 ስለተቃወሙ ፡ ነው ፤ አላህንና ፡ መልክተኛውንም ፡
 የሚቃወም ፡ ሁሉ ፡ አላህ ፡ ቅጣቱ ፡ ብርቱ ፡
 ነው ።
 14 ይኻችሁ ፡ (ቅጣታችሁ ፡ ነው) ፡ ቅመሱትም ፡
 ለከላዲዎችም ፡ የእሳት ፡ ቅጣት ፡ በእርግጥ ፡
 አለባቸው ።
 15 አላንተ ፡ ያመናችሁ ፡ ሆይ ፤ እነዚያን ፡
 የካዱትን ፡ ሰዎች ፡ (ለጦር) ፡ ሲጓዙ ፡
 ባገኛችኋቸው ፡ ጊዜ ፡ ጀርባዎችን ፡ አታዙሩላቸው ።
 16 ያን ፡ ጊዜም ፡ ለግድያ ፡ ለመዘዋወር ፡
 ወይም ፡ ወደ ፡ ሠራዊት ፡ ለመቀላቀል ፡ ሳይኾን ፡
 ጀርባውን ፡ የሚያዘርላቸው ፡ ሰው ፡ ከአላህ ፡
 በኾነ ፡ ቁጣ ፡ በእርግጥ ፡ ተመለሰ ፤ መኖሪያውም ፡
 ገሀነም ፡ ናት ፤ መመለሻይቱም ፡ ከፋች ።

17 አልገደላችኋቸውም ፡ ግን ፡ አላህ ፡ ገደላቸው ፡
 ፤ (ጭብጥን ፡ ዐፈር) ፡ በወረወርክም ፡ ጊዜ ፡
 አንተ ፡ አልወረወርክም ፤ ግን ፡ አላህ ፡ ወረወረ ፤
 (ወደ ፡ ዓይኖቻቸው ፡ አደረሰው) ፤ ለአማኞችም ፡
 ከርሱ ፡ የኾነን ፡ መልካም ፡ ጸጋ ፡ ለመስጠት ፡
 (ይህን ፡ አደረገ) ። አላህ ፡ ሰሚ ፡ ዐዋቂ ፡ ነውና ።
 18 ይኻችሁ ፡ (ዕውነት ፡ ነው) ፡ አላህም ፡
 የከላዲዎችን ፡ ተንኮል ፡ አድካሚ ፡ ነው ።
 19 ፍትሕን ፡ (ፍርድን) ፡ ብትጠይቁ ፡ ፍትሕ ፡
 በእርግጥ ፡ መጥቶላችኋል ፤ (ከሕይወትንና ፡
 መዋጋትን) ፡ ብትከለክሉም ፡ እርሱ ፡ ለናንተ ፡
 የተሻለ ፡ ነው ፤ (ወደ ፡ መጋደል) ፡ ብትመለሱም ፡
 እንመለሳለን ፤ ሰራዊታችሁም ፡ ብትበዛም ፡
 እንኳ ፡ ከናንተ ፡ ምንም ፡ አትጠቅማችሁም ፤
 አላህም ፡ ከምእምናን ፡ ጋር ፡ ነው ።
 20 አላንተ ፡ ያመናችሁ ፡ ሆይ ፤ አላህንና ፡
 መልክተኛውን ፡ ታዘዙ ፤ እናንተም ፡ የምትሰሙ ፡
 ስትኾኑ ፡ ከርሱ ፡ አትሸኹ ።
 21 እንደነዚያም ፡ እነሱ ፡ የማይሰሙ ፡ ሲኾኑ ፡
 ሰማን ፡ እንደ ፡ አሉት ፡ አትኾኑ ።
 22 ከተንቀሳቃሾች ፡ ሁሉ ፡ አላህ ፡ ዘንድ ፡
 መጥፎ ፡ ተንኮላኞች ፡ እነዚያ ፡ የማያውቁት ፡
 ደንቆሮዎቹ ፡ ዲዳዎቹ ፡ ናቸው ።
 23 በውስጣቸውም ፡ ደግ ፡ መኖሩን ፡ አላህ ፡
 ባወቀ ፡ ኖር ፡ (የመረዳትን ፡ መስማት) ፡
 ባሰማቸው ፡ ነበር ፤ (ደግ ፡ የሌለባቸው ፡ መኾኑን ፡
 ሲያውቅ) ፡ ባሰማቸውም ፡

ኖሮ : እነሱ : እውነትን : የተዉ : ሽነው : በሸቹ : ነበር ።

24 እላንተ : ያመናችሁ : ሆይ ! (መልክተኛው) : ሕያው : ወደሚያደርጋችሁ : እምነት : በጠራችሁ : ጊዜ : ለአላህና : ለመልክተኛው : ታዘዙ ፤ አላህም : በሰውየውና : በልቡ : መካከል : የሚጋርድ : መሆኑን : ወደርሱም : የምትሰበሰቡ : መሆናችሁን : ዕውቁ ።

25 ከናንተም : ውስጥ : እነዚያን : የበደሉትን : ብቻ : ለይታ : የማትነካን : ፈተና : ተጠንቀቁ ፤ አላህም : ቅጣቱ : ብርቱ : መሆኑን : ዕውቁ ።

26 እናንተም : በምድር : ላይ : የተናቃችሁ : ጥቂቶች : ሆናችሁ : ሳላችሁ : ሰዎች : ሊነጥቁዎችሁ : የምትፈሩ : ስትሆኑ : ያስጠጋችሁን : በእርዳታውም : ያበረታችሁን : ከመልካሞች : ሲሳዩችም : ታመሰግኑ : ዘንድ : የሰጣችሁን : አስታውሱ ።

27 እላንተ : ያመናችሁ : ሆይ ! አላህንና : መልክተኛውን : አትክዱ ፤ አደራዎቻችሁንም : እናንተ : እያወቃችሁ : አትክዱ ።

28 ገንዘቦቻችሁና : ልጆቻችሁም : ፈተና : ብቻ : መሆናቸውንና : አላህም : እርሱ : ዘንድ : ታላቅ : ምንጃ : ያለው : መሆኑን : ዕውቁ ።

29 እላንተ : ያመናችሁ : ሆይ ! አላህን : ብትፈሩ : የውነት : መለያን : ብርሃን : ያደርግላችኋል ፤ ክፉ : ሥራዎቻችሁንም : ከናንተ : ላይ : ያብስላችኋል ፤ ለናንተም : ይምራችኋል ፤ አላህም : የታላቅ : ችሮታ : ባለቤት : ነው ።

30 እነዚያም : የካዱት : ሊያስሩህ : ወይም : ሊገድሱህ : ወይም : (ከመካ) : ሊያወጡህ : ባንተ : ላይ : በመከሩብህ : ጊዜ : (አስታውሰ) ፤ ይመክራሉም : አላህም : ተንኮላቸውን : ይመልስባቸዋል ፤ አላህም : ከመካሪዎቹ : ሁሉ : በላይ : ነው ።

31 አንቀጾቻችንም : በነሱ : ላይ : በተነበቡ : ጊዜ : — በእርግጥ : ሰምተናል ፤ በሻን : ኖሮ : የዚህን : ብጤ : ባልን : ነበር ፤ ይህ : የመጀመሪያዎቹ : ሰዎች : ጽሑፍ : ተረቶች : እንጂ : ሌላ : አይደለም : ይላሉ ።

32 — ጌታችን : ሆይ ! ይህ : እርሱ : ካንተ : ዘንድ : (የተወረደ) : እውነት : እንደ : ሆነ : በኛ : ላይ : ከሰማይ : ደንጋዮችን : አዘንምብን : ወይም : አሳማሚ : ቅጣትን : አምጣብን : ባሉም : ጊዜ : (አስታውሰ) ።

33 አላህም : አንተ : በውስጣቸው : እያለህ : (ደንጋያ : በማዘንምና : ባሳማሚ : ቅጣት) : የሚቀጣቸው : አይደለም ፤ አላህም : እነሱም ሕረትን : የሚለምኑ : ሲሆኑ : የሚቀጣቸው : አይደለም ።

34 እነሱ : ከተከበረው : መስጊድ : የሚከለክሉ : ሲሆኑም : አላህ : (በሰይፍ) : የማይቀጣቸው : ለነሱምን : አላቸው ፤ (የቤቱ) : ጠባቂዎችም : አልነበሩም ፤ ጠባቂዎቹ : (ከሕደትን) : ተጠንቃቂዎቹ : እንጂ : ሌሎቹ : አይደሉም ፤ ግን : አብዛኛዎቻቸው : አያውቁም ።

35 በቤቱ : ዘንድም : (በከፊባ) : ስግደታቸው : ማፈራረሻ : ማጨብጨብ : እንጂ : ሌላ : አልነበረም ፤

ትካዱት : በነበራችሁትም : ነገር : ቅጣትን : ቅመሱ : (ይባላሉ) ።

36 እነዚያ : የካዱት : ከአላህ : መንገድ : ሊከለክሉ : ገንዘቦቻቸውን : ያወጣሉ ፤ በእርግጥም : ያወጡዎታል ፤ ከዚያም : በነሱ : ላይ : ጸጸት : ትሆንባቸዋለች ፤ ከዚያም : ይሸነፋሉ ፤ እነዚያም : የካዱት : ወደ : ገሀንም : ይሰበሰባሉ ።

37 አላህ : መጥፎውን : ከመልካሙ : ሊለይ : መጥፎውንም : ከፈሉን : በከፊሉ : ላይ : ሊያደርግና : ባንድ : ላይ : ሊያነባብረው : በገሀንም : ውስጥም : ሊያደርገው : (ይሰበሰባሉ) ፤ እነዚያ : እነሱ : ከሳሪዎቹ : ናቸው ።

38 ለነዚያ : ለካዱት : በላቸው : — ቢከለክሉ : ለነሱ : በእርግጥ : ያለፈውን : (ሥራ) : ምሕረት : ይደረግላቸዋል ፤ (ወደ : መጋደል) : ቢመለሱም : (እናጠፋቸዋለን) ፤ የቀድሞዎቹ : ሕዝቦች : ልማድ : በእርግጥ : አልፋለችና ።

39 እውከትም : እስከማትገኝ : ሃይማኖትም : ሁሉ : ለአላህ : ብቻ : እስከሚሆን : ድረስ : ተጋደሉዎቸው ፤ ቢከለክሉም : አላህ : የሚሠሩትን : ሁሉ : ተመልካች : ነው ።

40 (ከእምነት) : ቢዘሩም : አላህ : ረዳታችሁ : መሆኑን : ዕውቁ ፤ (እርሱ) : ምን : ያምር : ጠባቂ ! ምን : ያምርም : ረዳት !

* * *

41 ከማንኛውም : ነገር : በጦር : (ከከሐዲዎች) : የዘረፋችሁትም : አንድ : አምስተኛው : ለአላህና :

ለመልክተኛው ፤ (ለነቢዩ) : የዝምድና : ባለቤቶችም ፤ ለየቲሞችም ፤ ለምስኪኖችም ፤ ለመንገደኛም : የተገባ : መሆኑን : ዕውቁ ፤ በአላህና : በዚያም : እውነትና : ውሸት : በተለየበት : ቀን : ሁለቱ ጭፍሮች : በተገናኙበት : (በበድር) : ቀን : በባሪያችን : ላይ : ባወረድነው : የምታምኑ : እንደ : ሆናችሁ : (ይህንን : ዕውቁ) : አላህም : በነገሩ : ሁሉ : ላይ : ቻይ : ነው ።

42 እናንተ : በቅርቢቱ : ዳርቻ : (1) ሆናችሁ : እነርሱም : በሩቂቱ : ዳርቻ : ሆነው : የነጋዴዎቹም : ጭፍራ : ከናንተ : በታች : ሲሆኑ : በሰፈራችሁ : ጊዜ : (ያደረግንላችሁን : አስታውሱ) ፤ በተቃጠራችሁም : ኖሮ : በቀጠሮው : በተለያዩችሁ : ነበር ፤ ግን : አላህ : ሊሠራው : የሚገባውን : ነገር : ሊፈጽም : የሚጠፋ : ሰው : ከእስረጅ : በኋላ : እንዲጠፋ : ሕያው የሚሆንም : ሰው : ከእስረጅ : በኋላ : ሕያው : እንዲሆን : (ያለቀጠሮ : አጋጠማችሁ) ፤ አላህም : በእርግጥ : ሰሚ : ዐዋቂ : ነው ።

43 አላህ : በሕልምህ : እነሱን : ጥቂት : አድርጎ : ባሳየህ : ጊዜ : (አስታውሰ) ፤ እነሱን : ብዙ : አድርጎ : ባሳየህም : ኖሮ : በፈራችሁና : በነገሩ : በተጨማሪዎችሁ : ነበር ፤ ግን : አላህ : አዳናችሁ ፤ እርሱ : በደረቶች : ውስጥ : ያለን : ሁሉ : ዐዋቂ : ነውና ።

44 አላህም : ሊሠራው : የሚገባን : ነገር : ይፈጽም : ዘንድ : በተጋጠማችሁ : ጊዜ : እነርሱን : በዓይኖቻችሁ : ከሸለቆው : ወደ : መዳና ።

ጥቂት፡ አድርጉ፡ ያላያችሁንና፡ በዓ ይናቻቸውም፡ ላይ፡ ያላነሳችሁን፡ (አስታውሱ)፤ ነገሮቹም፡ ሁሉ፡ ወደ፡ አላህ፡ ብቻ፡ ይመለሳሉ።

45 አላንተ፡ ያመናችሁ፡ ሆይ ፤ ሰራዊትን ፡ በገጠማችሁ ፡ ጊዜ ፡ እርጉ ፤ (መክቱ) ፤ አላህንም ፡ በብዙ ፡ አውሱ ፤ በእርግጥ ፡ ትድናላችሁና ።

46 አላህንና ፡ መልክተኛውንም ፡ ታዘዙ ፤ አትጨቃጨቁም ፤ ትፈራላችሁና ፡ ኃይላችሁም ፡ ትኼዳለችና ፤ ታገሡም ፤ አላህ ፡ ከትዕግሥተኞች ፡ ጋር ፡ ነውና ።

47 እንደነዚያ ፡ ለትዕቢትና ፡ ለሰዎች ፡ ይውልኝ ፡ ሲሉ ፡ ከአላህም ፡ መንገድ ፡ ለማገድ ፡ ከአገራቸው ፡ እንደ ፡ ወጡት ፡ አትኹኑ ፤ አላህም ፡ በሚሠሩት ፡ ሁሉ ፡ (በዕውቀቱ) ፡ ከባቢ ፡ ነው ።

48 ሰይጣንም ፡ ሥራዎቻቸውን ፡ ለነርሱ ፡ ባሳመረላቸውና ፡ ዛሬ ፡ ለናንተ ፡ ከሰዎች ፡ አሸናፊ ፡ የላችሁም ፡ እኔም ፡ ለናንተ ፡ ረዳት ፡ ነኝ ፡ ባለ ፡ ጊዜም ፡ (አስታውሱ) ፤ ሁለቱ ፡ ጭፍሮችም ፡ በተያዩ ፤ ጊዜ ፡ ወደኋላው ፡ አፈገፈገ ፡ እኔ ፡ ከናንተ ፡ ጉዳህ ፡ ነኝ ፤ እኔ ፤ እናንተ ፡ የማታዩትን ፡ አያለሁ ፡ እኔ ፡ አላህን ፡ እፈራለሁ ፤ አላህም ፡ ቅጣት ፡ ብርቱ ፡ ነው ፡ አላቸውም ።

49 መናፍቃንና ፡ እነዚያ ፡ በልቦቻቸው ፡ ውስጥ ፡ በሽታ ፡ ያለባቸው ፡ እነዚህን ፡ (መሰለሞች) ፡ ሃይማኖታቸው ፡ አታለላቸው ፡ ባሉ ፡ ጊዜ ፡ (አስታውሱ) ፤ በአላህም ፡ ላይ ፡ የሚጠጋ ፡ (ያሸን

ፋል) ፤ አላህ ፡ አሸናፊ ፡ ጥበበኛ ፡ ነውና ።

50 እነዚያንም ፡ የካዱትን ፡ መላእክት ፡ ፈቶቻቸውንና ፡ ጀርቦቻቸውን ፡ እየመቱ ፡ የቃጠሉንም ፡ ስቃይ ፡ ቅመሱ ፡ (እያሉ) ፡ በሚገድሏቸው ፡ ጊዜ ፡ ብታይ ፡ ኖሮ ፡ (አስደንጋጭን ፡ ነገር ፡ ታይ ፡ ነበር) ።

51 ይህ ፡ እጆቻችሁ ፡ ባስቀደሙት ፡ ምክንያት ፡ አላህም ፡ ለባሮቹ ፡ በዳይ ፡ ባለመኾኑ ፡ ነው ፡ (ይባላሉ) ።

52 (የነዚያ ፡ ልማድ) ፡ እንደ ፡ ፈርዖን ፡ ቤተሰብና ፡ እንደነዚያም ፡ ከነሱ ፡ በፊት ፡ እንደ ፡ ነበሩት ፡ ልማድ ፡ ነው ፤ በአላህ ፡ አንቀጾች ፡ ካዱ ፤ አላህም ፡ በኃጢአቶቻቸው ፡ ያዛቸው ፤ አላህ ፡ ጎይለኛ ፡ ቅጣት ፡ ብርቱ ፡ ነውና ።

53 ይኸ ፡ (ቅጣት) ፡ አላህ ፡ በሕዝቦች ፡ ላይ ፡ የለገሰውን ፡ ጸጋ ፡ በነፍሶቻቸው ፡ ያለውን ፡ ነገር ፡ እስከሚለውጡ ፡ ድረስ ፡ የማይለውጥ ፡ በመኾኑ ፡ ምክንያት ፡ ነው ፤ አላህም ፡ ሰሚ ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ።

54 እንደ ፡ ፈርዖን ፡ ቤተሰቦችና ፡ እንደነዚያም ፡ ከነሱ ፡ በፊት ፡ እንደ ፡ ነበሩት ፡ ልማድ ፡ (እስከሚለውጡ ፡ ድረስ ፡ አይለውጥባቸውም) ፤ በጌታቸው ፡ ታምራት ፡ አስተባበሉና ፡ በኃጢአቶቻቸው ፡ አጠፋናቸው ፤ የፈርዖንንም ፡ ቤተሰቦች ፡ አስጠምናቸው ፤ ሁሉም ፡ በዳዮች ፡ ነበሩም ።

55 ከሚንቀሳቀሱ ፡ እንስሳዎች ፡ ሁሉ ፡ አላህ ፡ ዘንድ ፡ ይበልጥ ፡ ከፋዎቹ ፡ እነዚያ ፡ ዘወትር ፡

የካዱት ፡ ናቸው ፤ ስለዚህ ፡ እነሱ ፡ አያምኑም ።

56 እነዚያ ፡ ከነሱ ፡ ቃል ፡ ኪዳን ፡ የያዘከባቸው ፡ ከዚያም ፡ በየጊዜው ፡ ቃል ፡ ኪዳናቸውን ፡ የሚያፈርሱ ፡ ናቸው ፤ እነሱም ፡ አይጠነቀቁም ።

57 በጦርም ፡ ላይ ፡ ብታገኛቸው ፡ በነርሱ ፡ ቅጣት ፡ ምክንያት ፡ (ሌሎቹ ፡ ከሓዲዎች) ፡ ይገሠጡ ፡ ዘንድ ፡ ከኋላቸው ፡ ያሉትን ፡ በትንባቸው ።

58 ከሕዝቦችም ፡ ከዳትን ፡ ብትፈራ ፡ (የኪዳንን ፡ መፍረስ ፡ በማወቅ) ፡ በመተካከል ፡ ላይ ፡ ሾናችሁ ፡ (1) ኪዳናቸውን ፡ ወደነሱ ፡ ጣልላቸው ፤ አላህ ፡ ከዳተኞችን ፡ አይወድምና ።

59 እነዚያም ፡ የካዱት ፡ ከአላህ ፡ ቅጣት ፡ ያመለጡ ፡ መኾናቸውን ፡ አያስቡ ፤ እነሱ ፡ አያቅቱምና ።

60 ለነሱም ፡ ከማንኛውም ፡ ጎይልና ፡ ከታጀቡ ፡ ፈረሶችም ፡ የቻላችሁትን ፡ ሁሉ ፡ በርሱ ፡ የአላህን ፡ ጠላትና ፡ ጠላታችሁን ፡ ሌሎችንም ፡ ከነርሱ ፡ በቀር ፡ ያሉትን ፡ የማታውቁዎቸውን ፡ አላህ ፡ የሚያውቃቸውን ፡ (መናፍቃን) ፡ የምታሸብሩበት ፡ ስትኾኑ ፡ አዘጋጁላቸው ። ከማንኛውም ፡ ነገር ፡ በአላህ ፡ መንገድ ፡ የምትለግሱትም ፡ ምንዳው ፡ ወደናንተ ፡ በሙሉ ፡ ይሰጣል ፡ እናንተም ፡ አትበደሉም ።

61 ወደ ፡ ዕርቅም ፡ ቢያዘነብሉ ፡ ወደ ፡ እርሷ ፡ አዘንብል ፤ በአላህም ፡ ላይ ፡ ተጠጋ ፤ እነሆ ፡ እርሱ ሰሚ ፡ ዐዋቂ ፡ ነውና ።

62 ሊያታልሉህም ፡ ቢፈልጉ ፡ በቂህ ፡ አላህ ፡ ነው ፤ እርሱ ፡ ያ ፡ በርዳታውና ፡ በምእምናን ፡ ያበረታህ ፡ ነው ።

63 በልቦቻቸውም ፡ መካከል ፡ ያስማማ ፡ ነው ፤ በምድር ፡ ያለውን ፡ ሁሉ ፡ (ሀብት) ፡ በለገስክ ፡ ኖሮ ፡ በልቦቻቸው ፡ መካከል ፡ ባለሰማማህ ፡ ነበር ፤ ግን ፡ አላህ ፡ በመካከላቸው ፡ አስማማ ፤ እርሱ ፡ አሸናፊ ፡ ጥበበኛ ፡ ነውና ።

64 አንተ ፡ ነቢዩ ፡ ሆይ ፡ በቂህ ፡ አላህ ፡ ነው ፤ ለተከተሉህም ፡ ምእምናን ፡ (በቂያቸው ፡ ነው) ።

65 አንተ ፡ ነቢዩ ፡ ሆይ ፤ ምእምናንን ፡ በመዋጋት ፡ ላይ ፡ አደፋፍራቸው ፤ ከናንተ ፡ ውስጥ ፡ ሃያ ፡ ታጋሾች ፡ ቢኖሩ ፡ ሁለት ፡ መቶን ያሸንፋሉ ፤ ከናንተም ፡ መቶ ፡ ቢኖሩ ፡ ከነዚያ ፡ ከካዱት ፡ እነሱ ፡ የማያውቁ ፡ ሕዝቦች ፡ ስለኾኑ ፡ ሺሕን ፡ ያሸንፋሉ ፤ (1)

66 አሁን ፡ አላህ ፡ ከናንተ ፡ ላይ ፡ አቀለለላችሁ ፤ በናንተ ፡ ውስጥም ፡ ድክመት ፡ መኖሩን ፡ ዐወቀ ፤ ስለዚህ ፡ ከናንተ ፡ መቶ ፡ ታጋሾች ፡ ቢኖሩ ፡ ሁለት ፡ መቶን ያሸንፋሉ ፤ ከናንተም ፡ ሺሕ ፡ ቢኖሩ ፡ በአላህ ፡ ፈቃድ ፡ ሁለት ፡ ሺሕን ፡ ያሸንፋሉ ፤ አላህም ፡ ከታጋሾቹ ፡ ጋር ፡ ነው ።

67 ለነቢይ ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ እስቲ ያደክም ፡ ድረስ ፡ እርሱ ፡ ምርኮኞች ፡ ሊኖሩት ፡ አይገባም ፤ የቅርቢቱን ፡ ዓለም ፡ ጠፊ ፡ ጥቅም ፡ ትፈልጋላችሁ ፤ አላህም ፡ መጪ

1 ሃያው ፡ ሁለት ፡ መቶን ፡ መቶው ፡ ሺህን ፡ ይመክቱ ፡ የሚለው ፡ በሚተላለው ፡ እንቀጽ ፡ ተሻሽሎአል ።

1 የኪዳን ፡ መፍረስ ፡ አስታውቀዋቸው ፤

ረሻይቱን ፣ ይሻል ፤ አላህም ፣ አሸናፊ ፣ ጥበበኛ ፣ ነው ።

68 ከአላህ ፣ ያለፈ ፣ ፍርድ ፣ ባልን በረ ፣ ፍሮ ፣ በወሰዳችሁት ፣ (ቤዛ) ፣ ከባድ ፣ ቅጣት ፣ በነካችሁ ፣ ነበር ።

69 (ከጠላት)፡ ከዘረፋችሁትም፡ (ሀብት)፡ የተፈቀደ፡ መልካም፡ ሲኾን፡ ብለ፡ አላህንም፡ ፍሩ፡ አላህ፡ መሐሪ፡ አዛኝ፡ ነውና።

70 አንተ ፣ ነቢዩ ፣ ሆይ ፣ ከምርኮኞች ፣ በእጆቻችሁ ፣ ላሉት ፣ በላቸው ፣ — አላህ ፣ በልቦቻችሁ ፣ ውስጥ ፣ በጎን ፣ ነገር ፣ (እምነትን) ፣ ቢያውቅ ፣ ከፍንተ ፣ ከተወሰደባችሁ ፣ የተሻለን ፣ ይሰጣችኋል ፤ ለፍንተም ፣ ይምራችኋል ፤ አላህም ፣ መሐሪ ፣ አዛኝ ፣ ነው ።

71 ሊከዱህም ፣ ቢፈልጉ ፣ ከዚህ ፣ በፊት ፣ አላህን ፣ በእርግጥ ፣ ከድተዋል ፤ ከነሱም ፣ አስመችተዋል ፤ አላህም ፣ ዐዋቂ ፣ ጥበበኛ ፣ ነው ።


72 እነዚያ ፣ ያመኑና ፣ የተሰደዱ ፣ በአላህም ፣ መንገድ ፣ ላይ ፣ በገንዘቦቻቸውና ፣ በነፍሶቻቸው ፣ የታገሉ ፣ እነዚያም ፣ (ሰደተኞቹን) ፣ ያስጠጉና ፣ የረዱ ፣ እነዚያ ፣ ከፈሎቻቸው ፣ ለከፈሉ ፣ ረዳቶች ፣ ናቸው ፤ እነዚያም ፣ ያመኑና ፣ ያልተሰደዱ ፣ እስከሚሰደዱ ፣ ድረስ ፣

ከነሱ ፣ ምንም ፣ ዝምድና ፣ የላችሁም ፤ በሃይማኖትም ፣ እርዳታን ፣ ቢፈልጉባችሁ ፣ በፍንተና ፣ በነሱ ፣ መካከል ፣ ቃል ፣ ኪዳን ፣ ባላችሁ ፣ ሕዝቦች ፣ ላይ ፣ ካልኾን ፣ በስተቀር ፣ በፍንተ ፣ ላይ ፣ መርዳት ፣ አለባችሁ ፤ አላህም ፣ የምትሠሩትን ፣ ሁሉ ፣ ተመልካች ፣ ነው ።

73 እነዚያም ፣ የካዱት ፣ ከፈሎቻቸው ፣ ለከፈሉ ፣ ረዳቶች ፣ ናቸው ፤ (ከምእምናን ፣ መቆራረጥን) ፣ ከከሐዲያን ፣ መቆራረጥን) ፣ ባትሠሩት ፣ በምድር ፣ ላይ ፣ እውከትና ፣ ታላቅ ፣ ጥፋት ፣ ይኾናል ።

74 እነዚያም ፣ ያመኑና ፣ የተሰደዱ ፣ በአላህም ፣ መንገድ ፣ ላይ ፣ የታገሉ ፣ እነዚያም ፣ ያስጠጉና ፣ የረዱ ፣ እነዚያ ፣ እነሱ ፣ በውነት ፣ አማኞች ፣ ናቸው ፤ ለነሱም ፣ ምሕረትና ፣ የከበረ ፣ ሲሳይ ፣ አላቸው ።

75 እነዚያም ፣ በኋላ ፣ ያመኑና ፣ የተሰደዱ ፣ ከፍንተም ፣ ጋር ፣ ኾነው ፣ የታገሉ ፣ እነዚያ ፣ ከፍንተው ፣ ናቸው ፤ የዝምድናዎች ፣ ባለቤቶችም ፣ በአላህ ፣ መጽሐፍ ፣ ከፈሎቻቸው ፣ በከፈሉ ፣ (መውረስ) ፣ የተገቡ ፣ ናቸው ፤ አላህ ፣ በነገሩ ፣ ሁሉ ፣ ዐዋቂ ፣ ነው ።



1 (ይህች) ፣ ከአላህና ፣ ከመልክተኛው ፣ ወደነዚያ ፣ ቃል ፣ ኪዳን ፣ ወደ ፣ ተጋባችኋቸው ፣ አጋሪዎች ፣ የምትደርስ ፣ ንጽሕና ፣ ናት ።

2 በምድር ፣ ላይም ፣ አራት ፣ ወሮችን ፣ (ጸጥተኞች ፣ ስትኾኑ) ፣ ኺዱ ፣ እናንተም ፣ ከአላህ ፣ (ቅጣት) ፣ የማታመልጡ ፣ መኾናችሁንና ፣ አላህም ፣ ከሐዲያችን ፣ አዋራጅ ፣ መኾኑን ፣ ዕወቁ ፤ (በኋቸው) ።

3 (ይህ) ፣ ከአላህና ፣ ከመልክተኛው ፣ በታላቁ ፣ ሐጅ ፣ ቀን ፣ የወጣ ፣ አላህ ፣ ከአጋሪዎቹ ፣ ንጽሕ ፣ ነው ፣ መልክተኛውም ፣ (እንደዚሁ) ፤ (ከከሕደት) ፣ ብትጸጹትም ፣ እርሱ ፣ ለፍንተ ፣ በላጭ ፣ ነው ፤ (ከእምነት) ፣ ብትሸሹም ፣ እናንተ ፣ አላህን ፣ የማታቅቱት ፣ መኾናችሁን ፣ ዕወቁ ፤ በማለት ፣ ወደ ፣ ሰዎች ፣ የሚደርስ ማስታወቂያ ፣ ነው ፤ (1) እነዚያን ፣ የካዱትንም ፣ በአሳማሚ ፣ ቅጣት ፣ አብስራቸው ።

4 ከአጋሪዎቹ ፣ እነዚያ ፣ ቃል ፣ ኪዳን ፣ የተጋባችኋቸውና ፣ ከዚያም ፣ ምንም ፣ ያላጉደሉባችሁ ፣ በፍንተ ፣ ላይም ፣ አንድንም ፣

ያልረዱባችሁ ፣ ሲቀሩ ፤ (እነዚህን) ፣ ቃል ፣ ኪዳናቸውን ፣ እስከ ፣ ጊዜያታቸው ፣ (መጨረሻ) ፣ ሙሉ ላቸው ፤ አላህ ፣ ጥንቁቆችን ፣ ይወዳልና ።

5 የተከበሩትም ፣ ወሮች ፣ ባለቁ ፣ ጊዜ ፣ አጋሪዎቹን ፣ በአገኛችሁባቸው ፣ ስፍራ ፣ ግደሉዋቸው ፤ ያዙዋቸውም ፤ ከበቡዋቸውም ፤ ለነሱም ፣ (መጠባበቅ) ፣ በየመንገዱ ፣ ተቀመጡ ፤ ቢጸጹትም ፣ ሰላትንም ፣ በደንቡ ፣ ቢሰግዱ ፣ ግዴታ ፣ ምጽዋትንም ፣ ቢሰጡ ፣ መንገዳቸውን ፣ ልቀቁላቸው ፤ አላህ ፣ መሐሪ ፣ አዛኝ ፣ ነውና ።

6 ከአጋሪዎችም ፣ አንዱ ፣ ጥገኝነትን ፣ ቢጠይቅ ፣ የአላህን ፣ ቃል ፣ ይሰማ ፣ ዘንድ ፣ አስጠጋው ፤ ከዚያም ፣ ወደ ፣ መጠበቂያው ፣ ስፍራ አድርሰው ፤ ይህ ፣ እነሱ ፣ የማያውቁ ፣ ሕዝቦች ፣ በመኾናቸው ፣ ነው ።

7 ለአጋሪዎቹ ፣ አላህ ፣ ዘንድና ፣ እመልክተኛው ፣ ዘንድ ፣ ቃል ፣ ኪዳን ፣ እንዴት ፣ ይኖራቸዋል ፣ እነዚያ ፣ በተከበረው ፣ መስጊድ ፣ ዘንድ ፣ ኪዳን ፣ የተጋባችኋቸው ፣ ብቻ ፣ (1) ሲቀሩ ፣ (እነዚህ) ፣ በኪዳናቸው ፣ ለፍንተ ፣ ቀጥ ፣ እስካሉ ላችሁ ፣ ድረስ ፣ ለነርሱም ፣ ቀጥ ፣ በሉላቸው ፤ አላህ ፣ ጥንቁቆችን ፣ ይወዳልና ።

1 ከዚህ ፣ ዓመት ፣ በኋላ ፣ ከሐዲ ፣ ከዕባን ፣ አይጉበኝም ፣ ራቁትንም ፣ አይዞርም ።

- 8 በናንተ ፣ ላይ ፣ ቢያይሉም ፣ በናንተ ፣ ውስጥ ፣ ዝምድናንና ፣ ቃል ፣ ኪዳንን ፣ የማይጠብቁ ፣ ሲኾኑ ፣ እንዴት ? (ቃል ፣ ኪዳን ፣ ይኖራቸዋል) ፣ በአርቻቸው ፣ ያስወድዷቸዋል ፣ ለሰባቸውም ፣ እንቢ ፣ ይላሉ ፣ አብዛኞቻቸውም ፣ አመጠኞች ፣ ናቸው ።
- 9 በአላህ ፣ አንቀጾች ፣ ጥቂትን ፣ ዋጋ ፣ ገዙ ፣ ከምንገዱም ፣ አገዱ ፣ እነርሱ ፣ ይሠሩት ፣ የነበሩት ፣ ሥራ ፣ ከፋ ፣ !
- 10 በምእምን ፣ ነገር ፣ ዝምድናንም ፣ ኪዳንንም ፣ አይጠብቁም ፣ እነዚያም ፣ እነሱ ፣ ወሰን ፣ አላፈዎች ፣ ናቸው ።
- 11 ቢጸጸቱም ፣ ሰላትንም ፣ ቢሰግዱ ፣ ዘካንም ፣ ቢሰጡ ፣ የሃይማኖት ፣ ወንድሞቻቸው ፣ ናቸው ፣ ለሚያውቁ ፣ ሕዝቦችም ፣ አንቀጾችን ፣ እናብራራለን ።
- 12 ከቃል ፣ ኪዳናቸው ፣ በኋላ ፣ መሐላዎቻቸውን ፣ ቢያፈርሱ ፣ ሃይማኖታቸውንም ፣ ቢያነውሩ ፣ የክሕደት ፣ መሪዎችን ፣ (ከክሕደት) ፣ ይከለክሉ ፣ ዘንድ ፣ ተዋጉዋቸው ፣ እነርሱ ፣ ቃል ፣ ኪዳን ፣ የላቸውምና ።
- 13 መሐላዎቻቸውን ፣ ያፈረሱትን ፣ መልክተኛውንም ፣ ለማውጣት ፣ ያሰቡትን ፣ ሕዝቦች ፣ እነሱ ፣ ለመጀመሪያ ፣ ጊዜ ፣ የጀመሩዋቸው ፣ ሲኾኑ ፣ ለምን ፣ አትዋጉዋቸውም ፣ ትፈሩዋቸዋላችሁን ? ምእምናን ፣ እንደ ፣ ኾናችሁም ፣ አላህ ፣ ይበልጥ ፣ ልትፈሩት ፣ የተገባው ፣ ነው ።
- 14 ተጋደሉዋቸው ፣ አላህ ፣ በእጃቸው ፣ ያሰቃዩቸዋል ፣ ያዋርዳ

- ቸዋልም ፣ በነሱም ፣ ላይ ፣ ይረዳችኋል ፣ የምእምናን ፣ ሕዝቦችንም ፣ ልቦች ፣ ያሸራራ ።
- 15 የልቦቻችሁንም ፣ ቁጭት ፣ ያስወግዳል ፣ አላህም ፣ ከሚሻው ፣ ሰው ፣ ላይ ፣ ጸጸትን ፣ ይቀበላል ፣ አላህም ፣ ዐዋቂ ፣ ጥበበኛ ፣ ነው ።
- 16 እነዚያን ፣ ከናንተ ፣ ውስጥ ፣ የታገሉትንና ፣ ከአላህም ፣ ከመልክተኛውም ፣ ከምእምናንም ፣ ሌላ ፣ ምስጢረኛ ፣ ወዳጅ ፣ ያልያዙትን ፣ አላህ ፣ ሳይገልጽ ፣ ልትተዉ ፣ ታስባላችሁን ? አላህም ፣ በምትሠሩት ፣ ሁሉ ፣ ውስጠ ፣ ዐዋቂ ፣ ነው ።
- 17 ለከሓዲዎች ፣ በነፍሶቻቸው ፣ ላይ ፣ በክሕደት ፣ የሚመሰክሩ ፣ ሲኾኑ ፣ የአላህን ፣ መስጊዶች ፣ ሊሠሩ ፣ አይገባቸውም ፣ እነዚያ ፣ ሥራዎቻቸው ፣ ተበላሹ ፣ እነሱም ፣ በእሳት ፣ ውስጥ ፣ ዘውታሪዎች ፣ ናቸው ።
- 18 የአላህን ፣ መስጊዶች ፣ የሚሠራው ፣ በአላህና ፣ በመጨረሻው ፣ ቀን ፣ ያመነ ፣ ሰላትንም ፣ በደንቡ ፣ የሰገደ ፣ ግዴታ ፣ ምጽዋትንም ፣ የሰጠ ፣ ከአላህም ፣ ሌላ ፣ (ማንንም) ፣ ያልፈራ ፣ ሰው ፣ ብቻ ፣ ነው ፣ እነዚያም ፣ ከተመሩት ፣ ጭምር ፣ መኾናቸው ፣ ተረጋገጠ ።
- 19 ካዕባን ፣ ኅብኝዎችን ፣ ማጠጣትንና ፣ የተከበረውን ፣ መስጊድ ፣ መሥራትን ፣ በአላህና ፣ በመጨረሻው ፣ ቀን ፣ እንዳመነና ፣ በአላህ ፣ መንገድ ፣ እንደታገለ ፣ ሰው ፣ (እምነትና ፣ ትግል) ፣ አደረጋችሁን ? አላህ ፣ ዘንድ ፣ አይተካከሉም ፣ አላህም ፣ በዳዮች ፣ ሕዝቦችን ፣ አይመራም ።

- 20 እነዚያ ፣ ያመኑት ፣ ከአገራቸውም ፣ የተሰደዱት ፣ በገንዘቦቻቸውና ፣ በነፍሶቻቸውም ፣ በአላህ ፣ መንገድ ፣ ላይ ፣ የታገሉት ፣ አላህ ፣ ዘንድ ፣ በደረጃ ፣ በጣም ፣ የላቁ ፣ ናቸው ፣ እነዚያም ፣ እነሱ ፣ ፍላጎታቸውን ፣ ያገኙ ፣ ናቸው ።
- 21 ጌታቸው ፣ ክርሱ ፣ በኾነው ፣ እዝነትና ፣ ውደድታ ፣ በገንቶችም ፣ ለነሱ ፣ በውስጥዋ ፣ የማያቋርጥ ፣ መጠቀሚያ ፣ ያለባት ፣ ስትኾን ፣ ያበስራቸዋል ።
- 22 በውስጧ ፣ ዘላለም ፣ ዘውታሪዎች ፣ ሲኾኑ ፣ (ያበስራቸዋል) ፣ አላህ ፣ እርሱ ፣ ዘንድ ፣ ታላቅ ፣ ምንዳ ፣ አለና ።
- 23 እላንተ ፣ ያመናችሁ ፣ ሆይ ፣ አባቶቻችሁና ፣ ወንድሞቻችሁ ፣ ክሕደትን ፣ ከእምነት ፣ አብልጠው ፣ ቢወዱ ፣ ወዳጆች ፣ አድርጋችሁ ፣ አትያዙዋቸው ፣ ከናንተም ፣ ውስጥ ፣ ወዳጅ ፣ የሚያደርጋቸው ፣ እነዚያ ፣ እነሱ ፣ በዳዮች ፣ ናቸው ።
- 24 —አባቶቻችሁና ፣ ወንዶች ፣ ልጆቻችሁ ፣ ወንድሞቻችሁም ፣ ሚስቶቻችሁም ፣ ዘመዶቻችሁም ፣ የሰበሰባችኋቸው ፣ ሀብቶችም ፣ መክሰሩዋን ፣ የምትፈሩዋት ፣ ንግድም ፣ የምትወዷቸው ፣ መኖሪያዎችም ፣ እናንተ ፣ ዘንድ ፣ ከአላህና ፣ ከመልክተኛው ፣ በርሱ ፣ መንገድም ፣ ከመታገል ፣ ይበልጥ ፣ የተወደዱ ፣ እንደኾኑ ፣ አላህ ፣ ትእዛዙን ፣ እስከሚያመጣ ፣ ድረስ ፣ ተጠባብቁ ፣ በላቸው ፣ አላህም ፣ አመጠኞች ፣ ሕዝቦችን ፣ አይመራም ።
- 25 አላህም ፣ በብዙ ፣ ስፍራዎች ፣ በእርግጥ ፣ ረዳችሁ ፣ የሑንይንም ፣

- ቀን ፣ ብዛታችሁ ፣ በአስደናቀቻችሁና ፣ ከናንተም ፣ ምንም ፣ ባልጠቀመችሁ ፣ ጊዜ ፣ ምድርም ፣ ከስፋቷ ፣ ጋር ፣ በጠበባችሁና ፣ ከዚያም ፣ ተሸናፊዎች ፣ ኾናችሁ ፣ በዘራችሁ ፣ ጊዜ ፣ (ረዳችሁ) ።
- 26 ከዚያም ፣ አላህ ፣ እርጋታውን ፣ በመልክተኛውና ፣ በምእምናኖቹ ፣ ላይ ፣ አወረደ ፣ ያላያችኋቸውንም ፣ ሰራዊት ፣ አወረደ ፣ እነዚያን ፣ የካዱትንም ፣ በመገደልና ፣ በመማረክ ፣ አስቃየ ፣ ይህም ፣ የከሓዲያን ፣ ፍዳ ፣ ነው ።
- 27 ከዚያም ፣ ከዚህ ፣ በኋላ ፣ አላህ ፣ በሚሻው ፣ ሰው ፣ ላይ ፣ ጸጸትን ፣ ይቀበላል ፣ አላህም ፣ እጅግ ፣ መሐሪ ፣ አዛኝ ፣ ነው ።
- 28 እላንተ ፣ ያመናችሁ ፣ ሆይ ፣ አጋሪዎች ፣ እርኩሶች ፣ ብቻ ፣ ናቸው ፣ ከዚህም ፣ ዓመታቸው ፣ (1) በኋላ ፣ የተከበረውን ፣ መስጊድ ፣ አይቅረቡ ፣ ድኽነትንም ፣ ብትፈሩ ፣ አላህ ፣ ቢሻ ፣ ከችሮታው ፣ በእርግጥ ፣ ያከብራችኋል ፣ አላህ ፣ ዐዋቂ ፣ ጥበበኛ ፣ ነውና ።
- 29 ከነዚያ ፣ መጽሐፍን ፣ ከተሰጡት ፣ ሰዎች ፣ እነዚያን ፣ በአላህና ፣ በመጨረሻው ፣ ቀን ፣ የማያምኑትን ፣ አላህና ፣ መልክተኛው ፣ እርም ፣ ያደረጉትንም ፣ እርም ፣ የማያደርጉትንና ፣ እውነተኛውንም ፣ ሃይማኖት ፣ የማይቀበሉትን ፣ እነርሱ ፣ የተዋረዱ ፣ ኾነው ፣ ግብርን ፣ በእጃቸው ፣ እስከሚሰጡ ፣ ድረስ ፣ ተዋጉዋቸው ።
- 30 አይሁድ ፣ ዑዘይር ፣ የአላህ ፣ ልጅ ፣ ነው ፣ አለች ፣ ክርስቲያን

1 ዘጠነኛ ፣ ዓመተ ፣ ስደት ።

ችም : አልመሲሕ : የአላህ ፡ ልጅ ፡ ነው ፡ አሉ ፤ ይህ ፡ በአፎቻቸው ፡ (የሚናገሩት) ፡ ቃላቸው ፡ ነው ፤ የነዚያን ፡ ከነሱ ፡ በፊት ፡ የካዱትን ፡ ሰዎች ፡ ቃል ፡ ያመሳስላሉ ፤ አላህ ፡ ያጥፋቸው ፤ (ከእውነት) ፡ እንዴት ፡ ይመሰላሉ ፤

31 ከርሱ ፡ በቅር ፡ ሌላ ፡ አምላክ ፡ የሌለውን ፡ አንድን ፡ አምላክ ፡ ሊገገዙ ፡ እንጂ ፡ ያልታዘዙ ፡ ሲኾኑ ፡ ሊቃውንቶቻቸውንና ፡ መነኮሳታቸውን ፡ የመርየምን ፡ ልጅ ፡ አልመሲሕንም ፡ ከአላህ ፡ ሌላ ፡ አማልክት ፡ አድርገው ፡ ያዙ ፤ ከሚያጋሩት ፡ ሁሉ ፡ የጠራ ፡ ነው ።

32 የአላህን ፡ ብርሃን ፡ በአፎቻቸው ፡ ለማጥፋት ፡ ይፈልጋሉ ፤ አላህም ፡ ከሐዲዎች ፡ ቢጠሉም ፡ እንኳ ፡ ብርሃኑን ፡ መምላትን ፡ እንጅ ፡ ሌላን ፡ አይሻም ።

33 እርሱ ፡ ያ ፡ አጋሪዎቹ ፡ ቢጠሉም ፡ መልክተኛውን ፡ (ሙሐመድን) ፡ በቅን ፡ መንገድና ፡ በእውነተኛ ፡ ሃይማኖት ፡ ላይ ፡ ከሃይማኖት ፡ ሁሉ ፡ በላይ ፡ ይፋ ፡ ያደርገው ፡ ዘንድ ፡ የላከው ፡ ነው ።

34 እላንተ ፡ ያመናችሁ ፡ ሆይ ፤ ከሊቃውንትና ፡ ከመነኮሳት ፡ ብዙዎቹ ፡ የሰዎችን ፡ ገንዘቦች ፡ በውሸት ፡ በእርግጥ ፡ ይበላሉ ፤ ከአላህም ፡ መንገድ ፡ ያግዳሉ ፤ እነዚያንም ፡ ወርቅንና ፡ ብርን ፡ የሚያደልቡትን ፡ በአላህም ፡ መንገድ ፡ ላይ ፡ የማያወጧትን ፡ በአላማሚ ፡ ቅጣት ፡ አብስራቸው ።

35 በርሷ ፡ ላይ ፡ በገሀነም ፡ እሳት ፡ ውስጥ ፡ በሚጋልባትና ፡ ግንባርቻቸውም ፡ ጉናቻቸውም ፡ ጀርባዎቻቸውም ፡ በርሷ ፡ በሚተኮሱ ፡ ቀን ፡ (አላማሚ ፡

በኾነ ፡ ቅጣት ፡ አብስራቸው) ፤ ይህ ፡ ለነፍሶቻችሁ ፡ ያደለባችሁት ፡ ነው ፤ ታደልቡት ፡ የነበራችሁትንም ፡ ቅመሱ ፤ (ይባላሉ)።

36 የወሮች ፡ ቊጥር ፡ አላህ ፡ ዘንድ ፡ በአላህ ፡ መጽሐፍ ፡ ውስጥ ፡ ሰማያትንና ፡ ምድርን ፡ በፈጠረበት ፡ ቀን ፡ ዐሥራ ፡ ሁለት ፡ ወር ፡ ነው ፤ ከነሱ ፡ አራቱ ፡ የተከበሩ ፡ ናቸው ፤ ይህ ፡ ቀጥተኛው ፡ ሃይማኖት ፡ ነው ፤ በነርሱ ፡ ውስጥም ፡ ነፍሶቻችሁን ፡ እትበድሉ ፤ አጋሪዎችንም ፡ በአንድ ፡ ላይ ፡ ኾነው ፡ እንደሚዋጉዋችሁ ፡ በአንድ ፡ ላይ ፡ ኾናችሁ ፡ ተጋደሉዋቸው ፤ አላህም ፡ ከሚፈሩት ፡ ጋር ፡ መኾኑን ፡ ዕወቁ ።

37 የአንዱን ፡ ወር ፡ ከብር ፡ ወደ ፡ ሌላው ፡ ማዘግየት ፡ በከሕደት ፡ ላይ ፡ (ከሕደትን) ፡ መጨመር ፡ ብቻ ፡ ነው ፤ በርሱ ፡ እነዚያ ፡ የካዱት ፡ ሰዎች ፡ ይሳሳቱበታል ፤ በአንድ ፡ ዓመት ፡ የተፈቀደ ፡ ያደርጉታል ፤ በሌላው ፡ ዓመትም ፡ ያወግዙታል ፤ (ይህ) ፡ አላህ ፡ ያከበራቸውን ፡ ወሮች ፡ ቊጥር ፡ ሊያስተካክሉ ፡ አላህም ፡ እርም ፡ ያደረገውን ፡ የተፈቀደ ፡ ሊያደርጉ ፡ ነው ፤ የሥራዎቻቸው ፡ መጥፎው ፡ ለነርሱ ፡ ተዋበላቸው ፤ አላህም ፡ ከሐዲያን ፡ ሕዝቦችን ፡ አይመራም ።

38 እላንተ ፡ ያመናችሁ ፡ ሆይ ፤ በአላህ ፡ መንገድ ፡ (ለመታገል) ፡ ውጡ ፡ በተባላችሁ ፡ ጊዜ ፡ ወደ ፡ ምድር ፡ የምትወዘፉት ፡ ለእናንተ ፡ ምን ፡ አላችሁ ? የቅርቤቱን ፡ ሕይወት ፡ ከመጨረሻይቱ ፡ ይበልጥ ፡ ወደዳችሁን ? የቅርቤ

ቱም ፡ ሕይወት ፡ ጥቅም ፡ በመጨረሻይቱ ፡ (አንጻር) ፡ ጥቂት ፡ እንጂ ፡ አይደለም ።

39 ለዘመቻ ፡ ባትወጡ ፡ (አላህ) ፡ አላማሚን ፡ ቅጣት ፡ ይቀጣችኋል ፤ ከናንተ ፡ ሌላ ፡ የኾኑንም ፡ ሕዝቦች ፡ ይለውጣል ፤ በምንም ፡ አትጉዱትምም ፤ አላህም ፡ በነገሩ ፡ ሁሉ ፡ ላይ ፡ ቻይ ፡ ነው ።

40 (ነቢዩን) ፡ ባትረዱት ፡ እነዚያ ፡ የካዱት ፡ ሕዝቦች ፡ የሁለት ፡ (ሰዎች) ፡ ሁለተኛ ፡ ኾኖ ፡ (ከመካ) ፡ ባወጡት ፡ ጊዜ ፡ አላህ ፡ በእርግጥ ፡ ረድቶታል ፤ ሁለቱም ፡ በዋሻው ፡ ሳሉ ፡ ለጓደኛው ፡ አትዘን ፡ አላህ ፡ ከእኛ ፡ ጋር ፡ ነውና ፡ ባለ ፡ ጊዜ ፡ አላህ ፡ እርካታውን ፡ በርሱ ፡ ላይ ፡ አወረደ ፤ ባላያችኋቸውም ፡ ሰራዊት ፡ አበረታው ፤ የነዚያንም ፡ የካዱትን ፡ ሰዎች ፡ ቃል ፡ ዝቅተኛ ፡ አደረገ ፤ የአላህም ፡ ቃል ፡ እርሷ ፡ ከፍተኛ ፡ ናት ፤ አላህም ፡ አሸናፊ ፡ ጥበበኛ ፡ ነው ።

41 ቀላሎችም ፡ ከባዶችም ፡ ኾናችሁ ፡ ዝመቱ ፤ በአላህም ፡ መንገድ ፡ በገንዘቦቻችሁ ፡ በነፍሶቻችሁም ፡ ታገሉ ፤ ይሃችሁ ፡ የምታውቁ ፡ ብትኾኑ ፡ ለናንተ ፡ በጣም ፡ የተሻለ ፡ ነው ።

42 (የጠራህባቸው ፡ ነገር) ፡ ቅርብ ፡ ጥቅምና ፡ መካከለኛ ፡ ጉዞ ፡ በኾነ ፡ ኖሮ ፡ በተከተሉህ ፡ ነበር ፤ ግን ፡ በነሱ ፡ ላይ ፡ መንገዲቱ ፡ ራቀችባቸው ፤ በቻልንም ፡ ኖሮ ፡ ከናንተ ፡ ጋር ፡ በወጣን ፡ ነበር ፡ ሲሉ ፡ በአላህ ፡ ይምላሉ ፤ ነፍሶቻቸውን ፡ ያጠፋሉ ፤ አላህም ፡

እነሱ ፡ ውሸታዎች ፡ መኾናቸውን ፡ በእርግጥ ፡ ያውቃል ።

43 አላህ ፡ ከአንተ ፡ ይቅር ፡ አለ ፤ እነዚያ ፡ እውነተኛዎቹ ፡ ላንተ ፡ እስከሚገለጹልህና ፡ ውሸታዎቹንም ፡ እስከምታውቅ ፡ ድረስ ፡ ለነርሱ ፡ (እንዲቀሩ) ፡ ለምን ፡ ፈቀድክላቸው ?

44 እነዚያ ፡ በአላህና ፡ በመጨረሻው ፡ ቀን ፡ የሚያምኑት ፡ በገንዘቦቻቸውና ፡ በነፍሶቻቸው ፡ ከመታገላቸው ፡ (ለመቅረት) ፡ ፈቃድን ፡ አይጠይቁም ፤ አላህም ፡ የሚፈሩትን ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ።

45 ፈቃድን ፡ የሚጠይቁህ ፡ እነዚያ ፡ በአላህና ፡ በመጨረሻው ፡ ቀን ፡ የማያምኑት ፡ ልቦቻቸውም ፡ የተጠራጠሩት ፡ ብቻ ፡ ናቸው ፤ እነሱም ፡ በጥርጣሬያቸው ፡ ውስጥ ፡ ይዋልላሉ ።

46 መውጣትንም ፡ ባሰቡ ፡ ኖሮ ፡ ለርሱ ፡ ዝግጅትን ፡ ባሰናዱ ፡ ነበር ፤ ግን ፡ አላህ ፡ (ለመውጣት) ፡ እንቅስቃሴያቸውን ፡ ጠላ ፤ (አልሻውም) ፤ እስከፋቸውም ፤ ከተቀማጮቹም ፡ ጋር ፡ (1) ተቀመጡ ፡ ተባሉ ።

47 ከናንተ ፡ ጋር ፡ በወጡ ፡ ኖሮ ፡ ጥፋትን ፡ እንጂ ፡ አይጨምሩላችሁም ፡ ነበር ፤ እውከትንም ፡ የሚፈልጉላችሁ ፡ ሲኾኑ ፡ በመካከላችሁ ፡ (በማሳበቅ) ፡ ይቻሉ ፡ ነበር ፤ በናንተም ፡ ውስጥ ፡ ለነሱ ፡ አዳማጮች ፡ አላቸው ፤ አላህም ፡ በዳዮችን ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ።

48 እነርሱ ፡ ጠይቆች ፡ ሲኾኑ ፡ እውነቱ ፡ እስከመጣና ፡ የአላህም ፡

1 ከሕጻናትና ፡ ከሌቶች ፡ ጋር ።

ትእዛዝ ፣ እስከ ፣ ተገለጸ ፣ ድረስ ፣
ከዚህ ፣ በፊት ፣ እውከትን ፣ በእር
ግጥ ፣ ፈለጉ ፣ ነገሮችንም ፣ ሁሉ ፣
አገላበጡልህ ። (1)

49 ከነሱም ፣ ውስጥ ፣ ለኔ ፣ ፍቀ
ድልኝ ፣ አትሞክረኝም ፣ የሚል ፣
ሰው ፣ አልለ ፣ ነቁ ፣ በመከራ ፣
ውስጥ ፣ ወደቁ ፣ ገሀነምም ፣ ከሐ
ዲዎችን ፣ በእርግጥ ፣ ከባቢ ፣
ናት ።

50 መልካም ፣ ነገር ፣ ብታገኝህ ፣ ታስ
ከፋቸዋለች ፣ መከራም ፣ ብታገ
ኝህ ፣ ከዚህ ፣ በፊት ፣ በእርግጥ ፣
ጥንቃቄያችንን ፣ ይዘናል ፣ ይላሉ ፣
እነርሱም ፣ ተደላቾች ፣ ኾነው ፣
ይሸሻሉ ።

51 ፣—አላህ ፣ ለኛ ፣ የጻፈልን ፣
(ጥቅም) ፣ እንጂ ፣ ሌላ ፣ አይነካ
ንም ፣ እርሱ ፣ ረዳታችን ፣ ነው ፣
በአላህ ፣ ላይም ፣ ምእምናን ፣
ይመኩ ፣ በላቸው ።

52 በኛ ፣ ላይ ፣ ከሁለቱ ፣ መልካሞች ፣
(2) አንደኛዎን ፣ እንጂ ፣ ሌላን ፣
ትጠባበቃላችሁን? እኛም ፣ አላህ ፣
ከርሱ ፣ በኾነው ፣ ቅጣት ፣ ወይም ፣
በእጆቻችን ፣ የሚያጠፋችሁ ፣
መኾኑን ፣ በናንተ ፣ ላይ ፣ እንጠ
ባበቃለን ፣ ተጠባባቂዎ ፣ እኛ ፣
ከናንተ ፣ ጋር ፣ ተጠባባቂዎች ፣
ነንና ፣ በላቸው ።

53 ወዳችሁም ፣ ኾነ ፣ ጠልታችሁ ፣
ለግሱ ፣ ከናንተ ፣ ተቀባይ ፣ የላች
ሁም ፣ እናንተ ፣ አመጠኞች ፣
ሕዝቦች ፣ ናችሁና ፣ በላቸው ።

54 ልግስናዎቻቸውን ፣ ከነሱ ፣ ተቀ
ባይ ፣ የሚያገኙ ፣ ከመኾን ፣ እነሱ።

በአላህና ፣ በመልክተኛው ፣ የካዱ ፣
ሶላትንም ፣ እነሱ ፣ ታካቾች ፣
ኾነው ፣ በስተቀር ፣ የማይሰግዱ ፣
እነሱም ፣ ጠይቆች ፣ ኾነው ፣ በስ
ተቀር ፣ የማይሰጡ ፣ መኾናቸው ፣
እንጂ ፣ ሌላ ፣ አልከለከላቸውም ።

55 ገንዘቦቻቸውና ፣ ልጆቻቸውም ፣
አይድነቁህ ፣ አላህ ፣ የሚሻው ፣
በቅርቢቱ ፣ ሕይወት ፣ በነርሱ ፣
(በገንዘቦቻቸውና ፣ በልጆቻቸው) ፣
ሊቀጣቸው ፣ ነፍሶቻቸውም ፣
እነሱ ፣ ከሐዲዎች ፣ ኾነው ፣
ሊወጡ ፣ ብቻ ፣ ነው ።

56 እነሱም ፣ በእርግጥ ፣ ከናንተ ፣
ለመኾናቸው ፣ በአላህ ፣ ይምላሉ ፣
እነርሱም ፣ ከናንተ ፣ አይደሉም ፣
ግን ፣ እነሱ ፣ (አጋሪዎችን ፣ ያገኙ ፣
እንዳያገኛቸው) ፣ የሚፈሩ ፣ ሕዝ
ቦች ፣ ናቸው ።

57 መጠጊያን ፣ ወይም ፣ ዋሻዎችን ፣
ወይም ፣ መግቢያን ፣ (ቀዳዳ) ፣
ባገኙ ፣ ኖሮ ፣ እነርሱ ፣ እየገሠ
ገሡ ፣ ወደርሱ ፣ በሸሹ ፣ ነበር ።

58 ከነሱም ፣ ውስጥ ፣ በምጽዋቶች ፣
የሚዘልፉህ ፣ ሰዎች ፣ አልሉ ።
ከርሷም ፣ (የሚኹትን) ፣ ቢስሰጡ ፣
ይደሰታሉ ፣ ከርሷም ፣ ባይስሰጡ ፣
እነሱ ፣ ያን ፣ ጊዜ ፣ ይጠላሉ ።

59 እነሱም ፣ አላህና ፣ መልክተኛው ፣
የሰጣቸውን ፣ በወደዱ ፣ አላህም ፣
በቂያችን ፣ ነው ፣ አላህ ፣ ኪቸሮ
ታው ፣ በእርግጥ ፣ ይሰጠናል ፣
መልክተኛውም ፣ (ይሰጠናል) ፣
እኛ ፣ ወደ አላህ ፣ ከጃዮች ፣ ነን ፣
ባሉ ፣ ኖሮ ፣ (ለነሱ ፣ በተሻላቸው ፣
ነበር) ።

60 ግዴታ ፣ ምጽዋቶች ፣ (የሚከፈ
ሉት) ፣ ለድኾች ፣ ለምስኪኖችም ፣
በርሷም ፣ ላይ ፣ ለሚሠሩ ፣ ሠራ

1 መከሩብህ ።
2 ድል ፣ ከመንላትና ፣ ከሰጣትነት ።

ተኞች ፣ ልቦቻቸውም ፣ (በእስል
ምና) ፣ ለሚለማመዱት ፣ ጫንቃ
ዎችንም ፣ ነጻ ፣ በማውጣት ፣
በባለ ፣ ዕዳዎችም ፣ በአላህ ፣ መን
ገድም ፣ በሚሠሩ ፣ በመንገደኛም ፣
ብቻ ፣ ነው ፣ ከአላህ ፣ የተደነገ
ገኙ ፣ ግዴታ ፣ ናት ፣ አላህም ፣
ዐዋቂ ፣ ጥበበኛ ፣ ነው ።

61 ከነሱም ፣ (ከመናፍቃን) ፣ እነ
ዚያ ፣ ነቢዩን ፣ የሚያሰቃዩ ፣ እር
ሱም ፣ ጆሮ ፣ ነው ፣ (ወሬ ፣ ሰሚ ፣
ነው) ፣ የሚሉ ፣ አልሉ ፣ በላቸው ፣
፣—ለናንተ ፣ የበኅ ፣ (ወሬ) ፣
ሰሚ ፣ ነው ፣ በአላህ ፣ ያምናል ፣
ምእምናንንም ፣ ያምናቸዋል ፣
ከናንተም ፣ ውስጥ ፣ ለነዚያ ፣
ላመኑት ፣ እዝነት ፣ ነው ፣ እነዚ
ያም ፣ የአላህን ፣ መልክተኛ ፣ የሚ
ያሰቃዩ ፣ ለነሱ ፣ አሳማሚ ፣
ቅጣት ፣ አላቸው ።

62 አላህንና ፣ መልክተኛውን ፣ ሊያስ
ወድዱ ፣ ተገቢያቸው ፣ ሲኾን ፣
እናንተን ፣ ያስወድዷችሁ ፣ ዘንድ ፣
በአላህ ፣ ይምሉላችኋል ፣ ምእም
ናኖች ፣ ቢኾኑ ፣ (አላህንና ፣ መል
ክተኛውን ፣ ያስወድዱ) ።

63 አላህንና ፣ መልክተኛውን ፣ የሚ
ከራከር ፣ ሰው ፣ ለርሱ ፣ የገሀነም ፣
እሳት ፣ በውስጡ ፣ ዘውታሪ ፣
ሲኾን ፣ የተገባቸው ፣ መኾኑን ፣
አያውቁምን? ይህ ፣ ታላቅ ፣
ውርደት ፣ ነው ።

64 መናፍቃን ፣ በልቦቻቸው ፣ ውስጥ ፣
ያለውን ፣ ነገር ፣ የምትነግራቸው ፣
ሱራ ፣ በነርሱ ፣ ላይ ፣ መወረደን ፣
ይፈራሉ ፣ አልላግጡ ፣ አላህ ፣
የምትፈሩትን ፣ ሁሉ ፣ ገላጭ ፣
ነው ፣ በላቸው ።

65 በእርግጥ ፣ ብትጠይቃቸው ፣ እኛ ፣
የምንዘባርቅና ፣ የምንጫዎት ፣
ብቻ ፣ ነበርን ፣ ይላሉ ፣ በአላህና ፣
በአንቀጾቹ ፣ በመልክተኛውም ፣
ታላግጡ ፣ ነበራችሁን? በላቸው ።

66 አታመካኙ ፣ ከእምነታችሁ ፣
በኋላ ፣ በእርግጥ ፣ ካዳችሁ ፣ ከና
ንተ ፣ አንደኛን ፣ ጭፍራ ፣ ብንምር ፣
(ሌላዋን) ፣ ጭፍራ ፣ እነሱ ፣ ኃጢ
አተኞች ፣ በመኾናቸው ፣ እንቀ
ጣለን ።

67 መናፍቃንና ፣ መናፍቃት ፣ ከፈሎ
ቻቸው ፣ ከከፈሉ ፣ ናቸው ፣ በመ
ጥፎ ፣ ነገር ፣ ያዛሉ ፣ ከደግም ፣
ነገር ፣ ይከለክላሉ ፣ እጆቻቸው
ንም ፣ (ከልግስና) ፣ ይሰበስባሉ ፣
አላህን ፣ ረሱ ፣ ስለዚህ ፣ (እርሱ) ፣
ተዋቸው ፣ መናፍቃን ፣ አመጠ
ኞቹ ፣ እነሱ ፣ ናቸው ።

68 መናፍቃንንና ፣ መናፍቃትን ፣
ከሐዲዎችንም ፣ አላህ ፣ የገሀነ
ምን ፣ እሳት ፣ በውስጡ ፣ ዘውታ
ሪዎች ፣ ሲኾኑ ፣ ቃል ፣ ገብቶላቸ
ዋል ፣ እርሷ ፣ በቂያቸው ፣ ናት ፣
አላህም ፣ ረግሟቸዋል ፣ ለነርሱም
ዘውታሪ ፣ ቅጣት ፣ አላቸው ።

69 እንደነዚያ ፣ ከናንተ ፣ በፊት ፣
እንደ ነበሩት ፣ ናችሁ ፣ ከናንተ ፣
ይበልጥ ፣ በካይል ፣ የበረቱ ፣ በገ
ንዘቦችም ፣ በልጆችም ፣ ይበልጥ ፣
የበዙ ፣ ነበሩ ፣ በዕድላቸውም ፣
ተጠቀሙ ፣ እነዚያም ፣ ከናንተ ፣
በፊት ፣ የነበሩት ፣ በዕድላቸው ፣
እንደ ተጠቀሙ ፣ በዕድላችሁ ፣
ተጠቀማችሁ ፣ እንደነዚያም ፣
እንደ ዘባረቁት ፣ ዘባረቃችሁ ፣
እነዚያ ፣ ሥራዎቻቸው ፣ በቅርብ
ቱም ፣ በመጨረሻይቱም ፣ ዓለም ፣

132

- ተበላሹ ፤ እነዚያም ፡ ከሳሪዎቹ ፡ እነሱ ፡ ናቸው ።
- 70 የነዚያ ፡ ከናንተ ፡ በፊት የነበሩት ፡ የኑሕ ፡ ሕዝቦች ፡ የዓድና ፡ የሠሙድም ፡ የኢብራሂምም ፡ ሕዝቦች ፡ የመድየን ፡ ባለቤቶችና ፡ የተገልባጮቹም ፡ ከተሞች ፡ ወሬ ፡ አልመጣላቸውምን ፡ መልክተኞቻቸው ፡ በታምራት ፡ መጧቸው ፤ አላህም ፡ የሚበድላቸው ፡ አልነበረም ፤ ግን ፡ ነፍሶቻቸውን ፡ የሚበድሉ ፡ ነበሩ ።
- 71 ምእምናንና ፡ ምእምናትም ፡ ከፊሎቻቸው ፡ ለከፊሉ ፡ ረዳቶች ፡ ናቸው ፤ በደግ ፡ ነገር ፡ ያዛሉ ፤ ከክፋም ፡ ይከለክላሉ ፤ ሶላትንም ፡ ይሰግዳሉ ፤ ዘካንም ፡ ይሰጣሉ ፤ አላህንና ፡ መልክተኛውንም ፡ ይታዘዛሉ ፤ እነዚያን ፡ አላህ ፡ በእርግጥ ፡ ያዝንላቸዋል ፤ አላህ ፡ አሸናፊ ፡ ጥበበኛ ፡ ነውና ።
- 72 አላህ ፡ ምእምናንንና ፡ ምእምናትን ፡ ከሰሮቻቸው ፡ ወንዞች ፡ የሚፈሱባቸውን ፡ ገነቶች ፡ በውስጣቸው ፡ ዘውታሪዎች ፡ ሲኾኑ ፡ በመኖሪያ ፡ ገነቶችም ፡ ውስጥ ፡ መልካም ፡ መኖሪያ ፡ ቤቶችን ፡ ቃል ፡ ገብቶላቸዋል ፤ ከአላህም ፡ የኾነው ፡ ውዴታ ፡ ከሁሉ ፡ የበለጠ ፡ ነው ፤ ይህ ፡ እርሱ ፡ ታላቅ ፡ ዕድል ፡ ነው ።
- 73 አንተ ፡ ነቢዩ ፡ ሆይ ፡ ከሐዲዎችንና ፡ መናፍቃንን ፡ ታገል ፤ በነሱም ፡ ላይ ፡ ጨክን ፤ መኖሪያቸውም ፡ ገሀነም ፡ ናት ፤ መመለሻይቱም ፡ ከፋች ።
- 74 ምንም ፡ ያላሉ ፡ ለመኾናቸው ፡ በአላህ ፡ ይምላሉ ፤ የክሕደትንም ፡ ቃል ፡ በእርግጥ ፡ አሉ ፤ ከእስልምናቸውም ፡ በኋላ ፡ ካዱ ፤ ያላገኙትንም ፡ ነገር ፡ (1) አሰቡ፤ አላህም ፡ ከችሮታው ፡ መልክተኛውም ፡ (እንደዚሁ) ፡ ያከበራቸው ፡ መኾኑን ፡ እንጂ ፡ ሌላን ፡ አልጠሉም ፤ ቢጸጸቱም ፡ ለነሱ ፡ የተሻለ ፡ ይኾናል ፤ ቢሸሹም ፡ አላህ ፡ በቅርቡና ፡ በመጨረሻይቱ ፡ ዓለም ፡ አሳማሚን ፡ ቅጣት ፡ ይቀጣቸዋል ፤ ለነሱም ፡ በምድር ፡ ውስጥ ፡ ምንም ፡ ወዳጅና ፡ ረዳት ፡ የላቸውም ።

- 75 ከነሱም ፡ አላህን ፡ ከችሮታው ፡ ቢሰጠን ፡ በእርግጥ ፡ እንመጸውታለን ፡ ከመልካሞቹም ፡ በእርግጥ ፡ እንኾናለን ፡ ሲል ፡ ቃል ፡ የተጋባ ፡ አልለ ፤
- 76 ከችሮታውም ፡ በሰጣቸው ፡ ጊዜ ፡ በርሱ ፡ ሰሰቱ ፡ እነሱ ፡ (ኪዳናቸውን) ፡ የተጧ ፡ ኾነውም ፡ ዞሩ ።
- 77 አላህንም ፡ ቃል ፡ የገቡለትን ፡ በማፍረሳቸውና ፡ ይዋሹትም ፡ በነበሩት ፡ ምክንያት ፡ እስከሚገናኙት ፡ ቀን ፡ ድረስ ፡ ንፍቅናን ፡ አስከተላቸው ።
- 78 አላህ ፡ ምስጢራቸውንና ፡ ውይይታቸውን ፡ የሚያውቅ ፡ መኾኑን ፡ አላህም ፡ ፍቆችን ፡ ሁሉ ፡ በጣም ፡ ዐዋቂ ፡ መኾኑን ፡ አያውቁምን ?
- 79 እነዚያ ፡ ከምእምናን ፡ በምጽዋቶች ፡ ፈቃደኛ ፡ የኾኑትን ፡ እነዚያንም ፡ የችሎታቸውን ፡ ያክል ፡ እንጅ ፡ የማያገኙትን ፡ ሰዎች ፡ የሚያነውሩ ፡ ከነሱም ፡ የሚላለቁ ፡ አላህ ፡ ከነሱ ፡ ይሳለቅባቸዋል ፤ (ይቀጣቸዋል) ፡ ለነሱም ፡ አሳማሚ ፡ ቅጣት ፡ አላቸው ።

1 ነቢዩን ፡ መገደልን ።

- 80 ለነርሱ ፡ ምሕረትን ፡ ለምንላቸው ፤ ወይም ፡ ለነሱ ፡ ምሕረትን ፡ አትለምንላቸው ፤ (እኩል ፡ ነው) ። ለነሱ ፡ ሰባ ፡ ጊዜ ፡ ምሕረትን ፡ ብትለምንላቸው ፡ አላህ ፡ ለነሱ ፡ በፍጹም ፡ አይምርም ፡ ይኸ ፡ እነርሱ ፡ በአላህና ፡ በመልክተኛው ፡ በመካዳቸው ፡ ነው ፤ አላህም ፡ አመጠኞች ፡ ሕዝቦችን ፡ አያቀናም ።
- 81 እነዚያ ፡ ከዘመቻ ፡ የቀሩት ፡ ከአላህ ፡ መልክተኛ ፡ በኋላ ፡ በመቀመጣቸው ፡ ተደሰቱ ፤ በአላህም ፡ መንገድ ፡ በገንዘቦቻቸውና ፡ በነፍሶቻቸው ፡ መታገልን ፡ ጠሉ ፤ በሐሩር ፡ አትኪዱ ፡ አሉም ፤ የገሀነም ፡ እሳት ፡ ተኳሳነቱ ፡ በጣም ፡ የበረታ ፡ ነው ፡ በላቸው ። የሚያውቁ ፡ ቢኾኑ ፡ ኖሮ ፡ (አይቀሩም ፡ ነበር) ።
- 82 ጥቂትንም ፡ ይላቁ ፤ ይሠሩት ፡ በነበሩትም ፡ ዋጋ ፡ ብዙን ፡ ያለቅላሉ ፤
- 83 ከነሱም ፡ ወደ ፡ ኾነቸው ፡ ጭፍራ ፡ አላህ ፡ ቢመልስህ ፡ (ከአንተ ፡ ጋር) ፡ ለመውጣትም ፡ ቢያስፈቅዱህ ፡— ከኔ ፡ ጋር ፡ በፍጹም ፡ አትወጡም ፤ ከኔም ፡ ጋር ፡ ጠላትን ፡ አትዋጉም ፤ እናንተ ፡ በመጀመሪያ ፡ ጊዜ ፡ መቀመጥን ፡ ወዳችኋልና ፤ ከተቀማጮቹ ፡ ጋርም ፡ ተቀመጡ ፡ በላቸው ።
- 84 ከነሱም ፡ በአንድም ፡ በሞተ ፡ ሰው ፡ ላይ ፡ ፈጽሞ ፡ አትስገድ ፤ በመቃብሩም ፡ ላይ ፡ አትቁም ፤ እነሱ ፡ በአላህና ፡ በመልክተኛው ፡ ክደዋልና ፤ እነሱም ፡ አመጠኞች ፡ ኾነው ፡ ሞተዋልና ።

- 85 ገንዘቦቻቸውና ፡ ልጆቻቸውም ፡ አይድነቁህ ፤ አላህ ፡ የሚሻው ፡ በቅርቡቱ ፡ ዓለም ፡ በነሱ ፡ ሊቀጣቸውና ፡ ከሐዲዎችም ፡ ኾነው ፡ ነፍሶቻቸው ፡ እንዲወጡ ፡ ብቻ ፡ ነው ።
- 86 በአላህ ፡ እመኑ ፤ ከመልክተኛውም ፡ ጋር ፡ ኾናችሁ ፡ ታገሉ ፤ በማለት ፡ ምዕራፍ ፡ በተወረደች ፡ ጊዜ ፡ ከነሱ ፡ የሰፊ ፡ ሀብት ፡ ባለቤቶች ፡ የኾኑት ፡ (ለመቅረት) ፡ ፈቃድ ፡ ይጠይቁሃል ፤ ከተቀማጮቹ ፡ ጋርም ፡ እንኹን ፤ ተዎን ፤ ይሉሃል ።
- 87 በቤት ፡ ከሚቀሩት ፡ ጋር ፡ መኾናቸውን ፡ ወደዱ ፤ በልቦቻቸውም ፡ ላይ ፡ (ዝገት) ፡ ታተመባቸው ፤ ስለዚህ ፡ እነሱ ፡ አያውቁም ።
- 88 ግን ፡ መልክተኛው ፡ እነዚያም ፡ ከርሱ ፡ ጋር ፡ ያመኑት ፡ በገንዘቦቻቸውም ፡ በነፍሶቻቸውም ፡ ታገሉ ፤ እነዚያም ፡ መልካሞች ፡ ሁሉ ፡ ለነሱ ፡ ናቸው ፤ እነዚያም ፡ እነሱ ፡ ምኞታቸውን ፡ ያገኙ ፡ ናቸው ።
- 89 ለነሱም ፡ ገነቶችን ፡ በሠራቸው ፡ ወንዞች ፡ የሚፈሱባቸውን ፡ በውስጣቸው ፡ ዘውታሪዎች ፡ ሲኾኑ ፡ አላህ ፡ አዘጋጅቶላቸዋል ፤ ይህ ፡ ታላቅ ፡ ማግኘት ፡ ነው ።
- 90 ከአዕራቦችም ፡ (1) ይቅርታ ፡ ፈላጊዎቹ ፡ ለነሱ ፡ እንዲፈቀድላቸው ፡ መጡ ፤ እነዚያ ፡ አላህንና ፡ መልክተኛውን ፡ የዋሹትም ፡ ተቀመጡ ፤ ከነሱ ፡ እነዚያን ፡ የካዱትን ፡ አሳማሚ ፡ ቅጣት ፡ በእርግጥ ፡ ይነካቸዋል ።

1 ከዓረብ ፡ ዘላናች ።

91 በደካሞች : ላይ : በበሽተኞችም : ላይ : በነዚያም : የሚያወጡት : ገንዘብ : በማያገኙት : ላይ : ለአላህና : ለመልክተኛው : ፍጹም : ታዛዦች : ከኾኑ : (ባይወጡም) : ኃጢአት : የለባቸውም ፤ በበጎ : አድራጊዎች : ላይ : (የወቀሳ) : መንገድ : ምንም : የለባቸውም : አላህም : መሐሪ : አዛኝ : ነው ።

92 በነዚያም : ልትጨናቸው : (1) በመጡህ : ጊዜ : በርሱ : ላይ : የምጭናችሁ : (አጋሰስ) : አላገኝም ፤ ያልካቸው : ስትኾን : የሚያወጡት : ገንዘብ : ባለማግኘታቸው : ለማዘናቸው : ዓይኖቻቸው : እንባን : እያፈሰሱ : በዞሩት : ላይ : (የወቀሳ : መንገድ) : የለባቸውም) ።

93 (የወቀሳ) : መንገዱ : በነዚያ : እነሱ : ባለጸጋዎች : ኾነው : ሳሉ : ለመቅረት : ፈቃድ : በሚጠይቁህ : ሰዎች : ላይ : ብቻ : ነው ፤ ከቀሪዎቹ : ጋር : መኾናቸውን : ወደዱ ፤ አላህም : በልቦቻቸው : ላይ : አተመባቸው : ስለዚህ : እነሱ : አያውቁም ።

★ ★ ★

94 ወደነሱ : በተመለሳችሁ : ጊዜ : ምክንያታቸውን : ያቀርቡላችኋል ፤ አታመካኙ ፤ እናንተን : ፈጽሞ : አናምንም ፤ አላህ : ከወራዎቻችሁ : በእርግጥ : ነግሮናልና : አላህም : ሥራችሁን : በእርግጥ : ያያል ፤ መልክተኛውም : (እንደዚህ) ፤ ከዚያም : ሩቅንና : ቅርብን : ሁሉ : ዐዋቂ : ወደ : ኾነው : (አላህ) : ትመለሳላችሁ :

ወዲያውም : ትሠሩት : የነበራችሁትን : ሁሉ : ይነግራችኋል : በላቸው ።

95 ወደነሱ : በተመለሳችሁ : ጊዜ : እንድትተውቀቸው : ለናንተ : በእርግጥ : በአላህ : ይምላሉ ፤ እነሱንም : ተውቀቸው ፤ እነሱ : እርኩሶች : ናቸውና ፤ ይሠሩትም : በነበሩት : ዋጋ : መኖሪያቸው : ገህነም : ነው ።

96 ከነሱ : ትውዳላቸው : ዘንድ : ለናንተ : ይምሉላችኋል ፤ ከነሱ : ብትወዱም : አላህ : ከአመጣኞች : ሕዝቦች : አይወድም ።

97 አዕራቦች : በክሕደትና : በንፍቅና : በጣም : የበረቱ ፤ አላህም : በመልክተኛው : ላይ : ያወረደውን : ሕግጋት : ባለማወቅ : የተገቡ : ናቸው : አላህም : ዐዋቂ : ጥበበኛ : ነው ።

98 ከአዕራቦችም : (በአላህ : መንገድ) : የሚያወጣውን : (ገንዘብ) : ዕዳ : አድርጎ : የሚይዝ : በናንተም : ላይ : የጊዜን : መገለባበጥ : የሚጠባበቅ : ሰው : አልለ : በነሱ : ላይ : ጥፋቱ : ይዘርባቸው ፤ አላህም : ሰሚ : ዐዋቂ : ነው ።

99 ከአዕራቦችም : በአላህና : በመጨረሻው : ቀን : የሚያምን : የሚሰጣቸውንም : (ምጽዋቶች) : አላህ : ዘንድ : መቃረቢያዎችና : ወደ : መልክተኛው : ጸሎቶች : መዳረሻ : አድርጎ : የሚይዝ : ሰው : አልለ ፤ ንቁ ፤ እርሷ : ለነሱ : በእርግጥ : አቃራቢ : ናት ፤ አላህ : በችሮታው : ውስጥ : (በገነቱ) : በእርግጥ : ያስገባቸዋል ፤ አላህ : መሐሪ : አዛኝ : ነውና ።

1 የሚጭኑበት : አጋሠሥ : ልትሰጣቸው ።

100 ከስደተኞቹና : ከረዳቶቹም : ሲኾኑ : የመጀመሪያዎቹ : ቀዳሚዎች : እነዚያም : በበጎ : ሥራ : የተከተሏቸው : አላህ : ከነሱ : ወዲል ፤ (1) ከርሱም : ወደዋል ፤ (2) በሥርቻቸውም : ወንዞች : የሚፈሱባቸውን : ገነቶች : በውስጣቸው : ዘለዓለም : ነዋሪዎች : ሲኾኑ : ለነርሱ : አዘጋጅ ቶላቸዋል ፤ ይህ : ታላቅ : ዕድል : ነው ።

101 በዙሪያችሁም : ካሉት : ከዐረብ : ዘላኖች : መናፍቃን : አልሉ ፤ ከመዲና : ሰዎችም : በንፍቅና : ላይ : በማመጽ : የዘወተሩ : አልሉ ፤ አታውቃቸውም ፤ እኛ : እናውቃቸዋለን ፤ ሁለት : ጊዜ : (3) እንቀጣቸዋለን ፤ ከዚያም : ወደ : ታላቅ : ቅጣት : ይመለሳሉ ።

102 ሌሎችም : በኃጢአቶቻቸው : የተናዘዙ ፤ (4) መልካም : ሥራንና : ሌላን : መጥፎ : ሥራ : የቀላቀሉ : አልሉ ፤ አላህ : ከነሱ : ጸጸታቸውን : ሊቀበል : ይከጀላል ፤ አላህ : መሐሪ : አዛኝ : ነውና ።

103 ከገንዘቦቻቸው : ስትኾን : በርሷ : የምታጠራቸውና : የምታፋፋቸው : የኾኑትን : ምጽዋት : ያዝ ፤ ለነሱም : ጸልይላቸው ፤ ጸሎትህ : ለነሱ : እርካታ : ነውና ፤ አላህም : ሰሚ : ዐዋቂ : ነው ።

104 አላህ : እርሱ : ከባሮቹ : ንስሐን : የሚቀበል ፤ ምጽዋቶችንም : የሚወስድ : መኾኑን : አላህም :

1 ሥራቸውን : ተቀብሏል ።
 2 በተሰጣቸው : ምንዳ : ተደስተዋል ።
 3 በወቀሳና : በመቃብር : ስቃይ ።
 4 በአጥፊነታቸው : የመኑ ።

እርሱ : ጸጸትን : ተቀባይ : አዛኝ : መኾኑን : አያውቁምን ?

105 በላቸውም :— ሥራ : አላህ : ሥራችሁን : በእርግጥ : ያያልና : መልክተኛውና : ምእምናንም : (እንደዚህ : ያያሉ) ። ሩቁንና : ቅርብን : ሁሉ : ዐዋቂ : ወደኾነውም : (አላህ) : በእርግጥ : ትመለሳላችሁ : ትሠሩትም : የነበራችሁትን : ሁሉ : ይነግራችኋል ።

106 ሌሎችም : ለአላህ : ትእዛዝ : የተቆዩ : ሕዝቦች : አልሉ ፤ ወይ : ይቀጣቸዋል : ወይም : ከነሱ : ላይ : ጸጸትን : ይቀበላል ፤ አላህም : ዐዋቂ : ጥበበኛ : ነው ።

107 እነዚያም : (ምእምናንን) : ለመጉዳት : ከሕደትንም : ለማበርታት : በምእምናንም : መካከል : ለመለያየት : ከአሁን : በፊት : አላህንና : መልክተኛውን : የተዋጋውንም : ሰው : ለመጠባበቅ : መስጊድን : የሠሩት : (ከነሱ : ናቸው) ፤ መልካምን : ሥራ : እንጂ : ሌላ : አልሻንም ፤ ሲሉም : በእርግጥ : ይምላሉ ፤ አላህም : እነሱ : በእርግጥ : ውሸታሞች : መኾናቸውን : ይመሰክራል ።

108 በርሱ : ውስጥ : በፍጹም : አትስገድ ፤ ከመጀመሪያ : ቀን : ይዞ : በአላህ : ፍራቻ : ላይ : የተመሠረተው : (የቁባ) : መስጊድ : በውስጡ : ልትሰግድበት : ይልቅ : የተገባው : ነው ፤ በሱ : ውስጥ : መጥራራትን : የሚወዱ : ወንዶች : አልሉ ፤ አላህም : ተጥራሪዎችን : ይወዳል ።

109 አላህን : በመፈለግ : ላይ : ግንቡን :

የመሠረተው ፡ ሰው ፡ ይበልጣልን ? ወይስ ፡ ጉርፍ ፡ በሸረሸረው ፡ ለመናድ ፡ በተቃረበ ፡ ገደል ፡ አፋፍ ፡ ላይ ፡ ግንቡን ፡ የመሠረተውና ፡ በርሱ ፡ (ይዞት) ፡ በገሀነም ፡ እሳት ፡ ውስጥ ፡ የወደቀ ፡ (ይበልጣል ?) አላህም ፡ በደለኞች ፡ ሕዝቦችን ፡ አይመራም ።

110 ያ ፡ የካቡት ፡ ግንባቸው ፡ ልቦቻቸው ፡ (በሞት) ፡ ካልተቆራረጡ ፡ በቀር ፡ በልቦቻቸው ፡ ውስጥ ፡ የመጠራጠር ፡ ምክንያት ፡ ከመኾን ፡ አይወገድም ፤ አላህም ፡ ዐዋቂ ፡ ጥበበኛ ፡ ነው ።

111 አላህ ፡ ከምእምናን ፡ ነፍሶቻቸውንና ፡ ገንዘቦቻቸውን ፡ ገነት ፡ ለነሱ ፡ ብቻ ፡ ያላቸው ፡ በመኾን ፡ ገዛቸው ፤ በአላህ ፡ መንገድ ፡ ላይ ፡ ይጋደላሉ ፤ ይገደላሉም ፤ ይገደላሉም ፤ በተውራት ፡ በኢንጅልና ፡ በቁርአንም ፡ (የተነገረውን) ተስፋ ፡ በርሱ ፡ ላይ ፡ አረጋገጠ ፡ ከአላህም ፡ የበለጠ ፡ በኪዳኑ ፡ የሚሞላ ፡ ማነው ? በዚያም ፡ በርሱ ፡ በተሻሻጣችሁበት ፡ ሽያጫችሁ ፡ ተደሰቱ ፤ ይህም ፡ እርሱ ፡ ታላቅ ፡ ዕድል ፡ ነው ።

112 (እነርሱ) ፡ ተጸጻጅዎች ፡ ተገዢዎች ፡ አመስጋኞች ፡ ጳጳሮች ፡ አገውንባሾች ፡ በግንባር ፡ ተደራዎች ፡ በበጎ ፡ ሥራ ፡ አዛዦች ፡ ከክፋም ፡ ከልካዮች ፡ የአላህንም ፡ ሕግጋት ፡ ጠባቂዎች ፡ ናቸው ፡ ምእምናንንም ፡ አብስር ።

113 ለነቢዩና ፡ ለነዚያ ፡ ላመኑት ፡ ለአጋሪዎቹ ፡ የዝምድና ፡ ባለቤቶች ፡ ቢኾኑም ፡ እንኳ ፡ እነሱ ፡ (ከሐዲዎቹ) ፡ የእሳት ፡ ጓዶች ፡ መኾናቸው ፡ ከተገለጸላቸው ፡

በኋላ ፡ ምሕረትን ፡ ሊለምኑ ፡ የሚገባ ፡ አልነበረም ።

114 የኢብራሂምም ፡ ለአባቱ ፡ ምሕረትን ፡ መለመን ፡ ለርሱ ፡ ገብቶ ለት ፡ ለነበረችው ፡ ቃል ፡ (ለመምላት) ፡ እንጂ ፡ ለሌላ ፡ አልነበረም ። እርሱም ፡ የአላህ ፡ ጠላት ፡ መኾኑ ፡ ለርሱ ፡ በተገለጸለት ፡ ጊዜ ፡ ከርሱ ፡ ራቀ ፤ (ተወው) ፤ ኢብራሂም ፡ በእርግጥ ፡ በጣም ፡ ርገሩህ ፡ ታጋሽ ፡ ነውና ።

115 አላህም ፡ ሕዝቦችን ፡ ከአቀናቸው ፡ በኋላ ፡ የሚጠነቀቁትን ፡ (ሥራ) ፡ ለነሱ ፡ እስከሚገልጽላቸው ፡ (እስከሚተውትም) ፡ ድረስ ፡ ጥፋተኛ ፡ የሚያደርግ ፡ አይደለም ፤ አላህ ፡ በነገሩ ፡ ሁሉ ፡ ዐዋቂ ፡ ነውና ።

116 አላህ ፡ የሰማያትና ፡ የምድር ፡ ንግሥና ፡ የርሱ ፡ ብቻ ፡ ነው ፤ ሕያው ፡ ያደርጋል ፤ ይገደላልም ፤ ለናንተም ፡ ከርሱ ፡ በቀር ፡ ጠባቂም ፡ ረዳትም ፡ የላችሁም ።

117 በነቢዩ ፡ በነዚያም ፡ በችግራቱ ፡ ጊዜያት ፡ (በተቡክ ፡ ዘመቻ) ፡ ከነሱ ፡ የከፈሉቹ ፡ ልቦች ፡ (ለመቅረት) ፡ ሊዘነበሉ ፡ ከተቃረቡ ፡ በኋላ ፡ በተከተሉት ፡ ስደተኞችና ፡ ረዳቶች ፡ ላይ ፡ አላህ ፡ በእርግጥ ፡ ጸጸታቸውን ፡ ተቀበለ ፤ ከዚያም ፡ ከነሱ ፡ ንስሐ ፡ መግባታቸውን ፡ ተቀበለ ፤ እርሱ ፡ ለነሱ ፡ ርገሩህ ፡ አዛኝ ፡ ነውና ።

118 በነዚያም ፡ በሦስቱ ፡ ሰዎች ፡ ላይ ፡ ምድር ፡ ከስፋትዋ ፡ ጋር ፡ በነሱ ፡ ላይ ፡ እስከ ፡ ጠበበች ፡ ነፍሶቻቸውም ፡ በርሳቸው ፡ ላይ ፡ እስከ ፡ ተጠበቡ ፡ ከአላህም ፡ ወደርሱ ፡ ቢኾን ፡ እንጂ ፡ ሌላ ፡ መጠሪያ ፡

አለመኖሩን ፡ እስከ ፡ አረጋገጡ ፡ ድረስ ፡ በተቆዩት ፡ ላይ ፡ (አላህ ፡ ጸጸትን ፡ ተቀበለ) ። ከዚያም ፡ ይጸጸቱ ፡ ዘንድ ፡ ወደ ፡ ጸጸት ፡ መራቸው ፤ አላህ ፡ እርሱ ፡ ጸጸትን ፡ ተቀባይ ፡ አዛኝ ፡ ነውና ።

119 እናንተ ፡ የመናችሁ ፡ ሆይ ! አላህን ፡ ፍሩ ፤ ከውነተኞቹም ፡ ጋር ፡ ኹኑ ።

120 ለመዲና ፡ ሰዎችና ፡ ከአዕራብም ፡ በዙሪያቸው ፡ ላሉት ፡ ሰዎች ፡ ከአላህ ፡ መልክተኛ ፡ ወደኋላ ፡ ሊቀሩ ፡ ነፍሶቻቸውንም ፡ ከነፍሱ ፡ አብልጠው ፡ ሊወዱ ፡ አይገባቸውም ፡ ነበር ፤ ይህ ፡ (ከመቅረት ፡ መከልከል) ፡ ለነርሱ ፡ መልካም ፡ ሥራ ፡ የሚጸፍ ላቸው ፡ ቢኾን ፡ እንጅ ፡ በአላህ ፡ መንገድ ፡ ላይ ፡ ጥምም ፡ ድካምም ፡ ረጋብም ፡ የማይነካቸው ፡ ከሐዲዎችንም ፡ የሚያስቆጭን ፡ ስፍራ ፡ የማይረገጡ ፡ ከጠላትም ፡ የሚጎዳን ፡ ነገር ፡ (መግደልን ፡ መማረክን ፡ መዘረፍን) ፡ የማያገኙ ፡ በመኾናቸው ፡ ነው ። አላህ ፡ የመልካም ፡ ሠሪዎችን ፡ ምንዳ ፡ አያጠፋምና ።

121 ትንሽንም ፡ ትልቅንም ፡ ልግስና ፡ አይለግሱም ፡ ወንዝንም ፡ አያቋርጡም ፡ አላህ ፡ ይሠሩት ፡ ከነበረው ፡ የበለጠን ፡ ምንዳ ፡ ይመነዳቸው ፡ ዘንድ ፡ ለነሱ ፡ የሚጸፍላቸው ፡ ቢኾን ፡ እንጅ ።

122 ምእምናንም ፡ (ነቢዩ ፡ ጋር ፡ ካልኾነ) ፡ በሙሉ ፡ ሊወጡ ፡ አይገባም ፤ ከነሱ ፡ ውስጥ ፡ ከየክፍሉ ፡ አንዲት ፡ ጭፍራ ፡ ለምን ፡ አትወጣም ፤ (ሌሎቹ) ፡ ሃይማኖትን ፡ እንዲማሩና ፡ ወገኖቻቸውን ፡

ወደነርሱ ፡ በተመለሱ ፡ ጊዜ ፡ እንዲጠነቀቁ ፡ ይገሥዱዋቸው ፡ ዘንድ ፡ (ለምን ፡ አይቀሩም) ።

123 እላንተ ፡ የመናችሁ ፡ ሆይ ! እነዚያን ፡ በአቅራቢያችሁ ፡ ያሉትን ፡ ከሐዲዎች ፡ ተዋጉ ፤ ከናንተም ፡ ብርታትን ፡ ያግኙ ፡ አላህም ፡ ከሚጠነቀቁት ፡ ጋር ፡ መኾኑን ፡ ዕውቁ ።

124 ሱራም ፡ (ምዕራፍ) ፡ በተወረደች ፡ ጊዜ ፡ ከነሱ ፡ (ከመናፍቃን) ፡ ውስጥ ፡ ግንኛችሁ ፡ ነው ? ይህቺ ፡ (ምዕራፍ) ፡ እምነትን ፡ የጨመረችላት ፡ የሚል ፡ ሰው ፡ አልለ ፤ እነዚያ ፡ ያመኑትማ ፡ የሚደሰቱ ፡ ሲኾኑ ፡ እምነትን ፡ ጨመረችላቸው ።

125 እነዚያም ፡ በልቦቻቸው ፡ ውስጥ ፡ በሽታ ፡ ያለባቸውማ ፡ በርከሰታቸው ፡ ላይ ፡ ርከሰትን ፡ ጨመረችላቸው ፤ እነሱም ፡ ከሐዲዎች ፡ ኾነው ፡ ሞቱ ።

126 በየዓመቱ ፡ አንድ ፡ ወይም ፡ ሁለት ፡ ጊዜ ፡ እነርሱ ፡ የሚሞከሩ ፡ መኾናቸውን ፡ አያዩም ? ከዚያም ፡ አይጸጸቱም ? እነሱም ፡ አይገሠዱም ?

127 (እነሱን ፡ የምታነሳ) ፡ ምዕራፍም ፡ በተወረደች ፡ ጊዜ ፡ አንድ ፡ ሰው ፡ ያያችኋልን ? እያሉ ፡ ከፊሎቻቸው ፡ ወደ ፡ ከፊሉ ፡ ይመለከታሉ ፤ ከዚያም ፡ (ተደብቀው) ፡ ይኼዳሉ ፤ እነርሱ ፡ የማያውቁ ፡ ሕዝቦች ፡ በመኾናቸው ፡ አላህ ፡ ልቦቻቸውን ፡ አዞረ ።


128 ከጎሳችሁ ፡ የኾነ ፡ ችግራችሁ ፡ በርሱ ፡ ላይ ፡ ጥኑ ፡ የኾነ ፡ በናንተ ፡ (እምነት) ፡ ላይ ፡ የሚጓጓ ፡ በምእምናን ፡ ርገሩህ ፡ አዛኝ ፡

የኾነ ፡ መልክተኛ ፡ በእርግጥ ፡ መጣላችሁ ።

129 ቢያረገፍጉም ፡ አላህ ፡ በቀዬ ፡ ነው ፤ ከርሱ ፡ ሌላ ፡ አምላክ ፡

የለም ፤ በርሱ ፡ ላይ ፡ ተጠጋሁ ፡ እርሱም ፡ የታላቁ ፡ ዐርሽ ፡ ጌታ ፡ ነው ፡ በላቸው ።

ምዕራፍ : 10 : ዩኑስ ። ክፍል : 11 ።



በአላህ ፡ ስም ፡ እጅግ ፡ በጣም ፡ ርኅሩህ ፡ በጣም ፡ አዛኝ ፡ በሆነው።

1 አ. ለ. ረ. (አሊፍ ፡ ላም ፡ ራ) ፡ (1) ይህቺ ፡ (ሱራ) ፡ ጥበብ ፡ ከተመለው ፡ መጽሐፍ ፡ (ከቁርአን) ፡ አንቀጾች ፡ ናት ።

2 ሰዎችን ፡ አስፈራራ ፡ እነዚያንም ፡ ያመኑትን ፡ ለነሱ ፡ ከጌታቸው ፡ ዘንድ ፡ መልካም ፡ ምንዳ ፡ ያላቸው ፡ መኾኑን ፡ አብስር ፡ በማለት ፡ ከነርሱው ፡ ወደ ፡ ኾነ ፡ አንድ ፡ ሰው ፡ ራእይን ፡ ማውረዳችን ፡ ለሰዎች ፡ ድንቅ ፡ ኾነባቸውን? ከሐዲዎቹ ፡— ይህ ፡ በእርግጥ ፡ ግልጽ ፡ ድግምተኛ ፡ ነው ፡ አሉ ።

3 ጌታችሁ ፡ ያ ፡ ሰማያትንና ፡ ምድርን ፡ በስድስት ፡ ቀናት ፡ ውስጥ ፡ የፈጠረ ፡ አላህ ፡ ነው ፤ ከዚያም ፡ ነገሩን ፡ ሁሉ ፡ የሚያስተናብር ፡ ሲኾን ፡ በዐርሹ ፡ ላይ ፡ (ስልጣኑ) ፡ ተደላደለ ፤ ከርሱ ፡ ፈቃድ ፡ በኋላ ፡ ቢኾን ፡ እንጂ ፡ አንድም ፡ አማላጅ ፡ የለም ፤ ይህችሁ ፡ አላህ ፡

ጌታችሁ ፡ ነውና ፡ ተገዙት ፤ እትገሠጹምን?

4 ሁላችሁም ፡ ኾናችሁ ፡ መመለሻችሁ ፡ ወደ ፡ እርሱ ፡ ነው ፤ (ይህም) ፡ የተረጋገጠ ፡ የአላህ ፡ ቃል ፡ ኪዳን ፡ ነው ፤ እርሱ ፡ መፍጠርን ፡ ይጀምራል ፤ ከዚያም ፡ እነዚያን ፡ ያመኑትንና ፡ መልካም ፡ የሠሩትን ፡ በትክክል ፡ ይመነዳ ፡ ዘንድ ፡ ይመልሰዋል ፤ እነዚያ ፡ የካዱትም ፡ ይክዱት ፡ በነበሩት ፡ ነገር ፡ ለነርሱ ፡ ከፈላ ፡ ውሃ ፡ የኾነ ፡ መጠጥና ፡ አሳማሚ ፡ ቅጣት ፡ አላቸው ።

5 እርሱ ፡ ያ ፡ ፀሐይን ፡ አንጸባራቁ ፡ ጨረቃንም ፡ አብሪ ፡ ያደረገ ፡ ነው ፤ የዓመታትን ፡ ቍጥርና ፡ ሒሳብን ፡ ታውቁ ፡ ዘንድም ፡ ለርሱ ፡ መስፈሪያዎችን ፡ (1) የለካ ፡ ነው ፤ አላህ ፡ ይህንን ፡ በእውነት ፡ እንጂ ፡ (በከንቱ) ፡ አልፈጠረውም ፤ ለሚያውቁ ፡ ሕዝቦች ፡ አንቀጾችን ፡ ያብራራል ።

6 ሌሊትና ፡ ቀን ፡ በመተካካታ

ቸው ፡ አላህም ፡ በሰማያትና ፡ በምድር ፡ ውስጥ ፡ በፈጠረው ፡ ሁሉ ፡ ለሚጠነቀቁ ፡ ሕዝቦች ፡ ምልክቶች ፡ አልሉ ።

7 እነዚያ ፡ መገናኘታችንን ፡ የማይፈሩ ፡ ቅርቢቱንም ፡ ሕይወት ፡ የወደዱ ፡ በሷም ፡ የረከ ፡ እነዚያም ፡ እነሱ ፡ ከአንቀጾቻችን ፡ ዘንጊዎች ፡ የኾኑ ፡

8 እነዚያ ፡ ይሠሩት ፡ በነበሩት ፡ ምክንያት ፡ መኖሪያቸው ፡ በእሳት ፡ ውስጥ ፡ ነው ።

9 እነዚያ ፡ ያመኑና ፡ መልካም ፡ ሥራዎችን ፡ የሠሩ ፡ ጌታቸው ፡ በእምነታቸው ፡ ምክንያት ፡ (የገነትን ፡ መንገድ) ፡ ይመራቸዋል ፤ ከሥራቸው ፡ ወንዞች ፡ ይፈስሳሉ ፤ በመጠቀሚያ ፡ ገነቶች ፡ ውስጥ ፡ ይኖራሉ ።

10 በርሷም ፡ ውስጥ ፡ ጸሎታቸው ፡ ጌታችን ፡ ሆይ! ጥራት ፡ ይገባህ ፡ (ማለት) ፡ ነው ፤ በርሷ ፡ ውስጥ ፡ መከባበሪያቸውም ፡ ሰላም ፡ መባባል ፡ ነው ፤ የመጨረሻ ፡ ጸሎታቸውም ፡ ምስጋና ፡ ለዓለማት ፡ ጌታ ፡ ይኹን ፡ (ማለት) ፡ ነው ።

11 አላህ ፡ ለሰዎች ፡ ደግን ፡ ነገር ፡ ለማግኘት ፡ እንደ ፡ መቻኮላቸው ፡ (አጥፋን ፡ ሲሉት) ፡ ክፉን ፡ ነገር ፡ ቢያስቸኩል ፡ ኖሮ ፡ ጊዜያቸው ፡ ወደነሱ ፡ በተፈጸመ ፡ ነበር ፡ እነዚያንም ፡ መገናኘታችንን ፡ የማይፈሩትን ፡ በጥመታቸው ፡ ውስጥ ፡ የሚዋልሉ ፡ ሲኾኑ ፡ እንተዋቸዋለን ።

12 ሰውንም ፡ ጉዳት ፡ ባገኘው ፡ ጊዜ ፡ በጉኑ ፡ ላይ ፡ ተጋድሞ ፡ ወይም ፡ ተቀምጦ ፡ ወይም ፡ ቆሞ ፡ ይለም ነናል ፤ ጉዳቱንም ፡ ከሱ ፡ ላይ ፡

በገለጥንለት ፡ ጊዜ ፡ ወደ ፡ አገኘው ፡ ጉዳት ፡ እንዳልጠራን ፡ ኾኖ ፡ ያልፋል ፤ እንደዚሁ ፡ ለድንበር ፡ አላፈዎች ፡ ይሠሩት ፡ የነበሩት ፡ ሥራ ፡ ተሸለመላቸው ።

13 ከናንተ ፡ በፊት ፡ የነበሩትንም ፡ የክፍል ፡ ዘመናት ፡ ሰዎች ፡ መልክተኞቻቸው ፡ በማስረጃዎች ፡ የመጧቸው ፡ ሲኾኑ ፡ በበደሉና ፡ የማያምኑም ፡ በኾኑ ፡ ጊዜ ፡ በእርግጥ ፡ አጠፋናቸው ፤ እንደዚሁ ፡ ተንኮለኞችን ፡ ሕዝቦች ፡ እንቀጣለን ።

14 ከዚያም ፡ እንዴት ፡ እንደምትሠሩ ፡ ልንመለከት ፡ ከነሱ ፡ በኋላ ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ ምትኮች ፡ አደረግናችሁ ።

15 አንቀጾቻችንንም ፡ ግልጽ ፡ ኾነው ፡ በነርሱ ፡ ላይ ፡ በተነበቡላቸው ፡ ጊዜ ፡ እነዚያ ፡ መገናኘታችንን ፡ የማይፈሩት ፡ ከዚህ ፡ ሌላ ፡ የኾነን ፡ ቁርአን ፡ አምጣልን ፡ ወይም ለውጠው ፡ ይላሉ ፡ — እኔ ፡ ከራሴ ፡ በኩል ፡ ልለውጠው ፡ አይገባኝም ፤ ወደኔ ፡ የሚወርደውን ፡ እንጂ ፡ አልከተልም ፡ እኔ ፡ ከጌታዬ ፡ ባምጽ ፡ የታላቅን ፡ ቀን ፡ ቀን ፡ ቅጣት ፡ እፈራለሁ ፡ በላቸው ።

16 አላህ ፡ በሻ ፡ ኖሮ ፡ በናንተ ፡ ላይ ፡ ባላነበብኩትም ፡ (አላህ) ፡ እርሱን ፡ ባላሳወቃችሁም ፡ ነበር ፡ በናንተም ፡ ውስጥ ፡ ከርሱ ፡ በፊት ፡ (ምንም ፡ ሳልል) ፡ ብዙን ፡ ዕድሜ ፡ (1) በእርግጥ ፡ ኖራለሁ ፤ አታውቁምን?

17 በአላህም ፡ ላይ ፡ እብሉትን ፡ ከቀጣጠፈ ፡ ወይም ፡ በአንቀጾቹ ፡ ከአ

1 እኔ ፡ አላህ ፡ ነኝ ፡ አያሉ ።

1 በ28 ፡ ሌሊት ፡ ማደሪያዎችን ።

1 እርባ ፡ ዓመት ።

ስተባበለ ፣ ይበልጥ ፣ በዳይ ፣ ማን ፣ ነው ? እነሆ ፣ አመጠኞች ፣ አይደኑም ።

18 ከአላህም ፣ ሌላ ፣ የማይገደብ ወን ፣ የማይጠቅማቸውንም ፣ ይግዛሉ ፤ እነዚህም ፣ አላህ ፣ ዘንድ ፣ አማላጆቻችን ፣ ናቸው ፣ ይላሉ ፤ አላህን ፣ በሰማያትና ፣ በምድር ፣ ውስጥ ፣ የማያውቀው ፣ ነገር ፣ ኖሮ ፣ ትንግራታላችሁን ? በላቸው ፣ ከሚያጋሩት ፣ ሁሉ ፣ ጠራ ፤ ላቀም ።

19 ሰዎችም ፣ አንድ ፣ ሕዝብ ፣ እንጂ ፣ ሌላ ፣ አልነበሩም ፤ ተለያዩም ፤ ከጌታህ ፣ ያለፈች ፣ ቃልም ፣ ባል ነበረች ፣ ኖሮ ፣ በርሱ ፣ በሚለያዩ በት ፣ ነገር ፣ በመካከላቸው ፣ በእርግጥ ፣ (በቶሎ) ፣ በተፈረደ ፣ ነበር ።

20 በርሱ ፣ ላይም ፣ ከጌታው ፣ የኾነች ፣ ታምር ፣ ለምን ፣ አትወረድ ለትም ፣ ይላሉ ፤—ሩቅ ፣ ነገርም ፣ ሁሉ ፣ የአላህ ፣ ብቻ ፣ ነው ፤ ተጠባብቄም ፤ እኔ ፣ ከናንተ ፣ ጋር ፣ ከሚጠባበቁት ፣ ነኝና ፣ በላቸው ።

21 ሰዎችንም ፣ ካገኛቸው ፣ ጉዳት ፣ በኋላ ፣ እዝነትን ፣ (ዝናምና ፣ ምቹትን) ፣ ባቀመስናቸው ፣ ጊዜ ፣ ወዲያውኑ ፣ ለነሱ ፣ በታምራቶቻችን ፣ (በማላገጥ) ፣ ተንኮል ፣ ይኖራቸዋል ፤ አላህ ፣ ቅጣተ ፣ ፈጣን ፣ ነው ፤ መልክተኞቻችን ፣ (1) የምትመክሩትን ፣ ነገር ፣ በእርግጥ ፣ ይጽፋሉ ፣ በላቸው ።

22 እርሱ ፣ (አላህ) ፣ ያ ፣ በየብስና ፣ በባሕር ፣ የሚያስኬዳችሁ ፣ ነው ፤ በመርከቦችም ፣ ውስጥ ፣ በኾናችሁ

ሁና ፣ በነርሱም ፣ (1) በመልካም ፣ ነፋስ ፣ በርሷ ፣ የተደሰቱ ፣ ኾነው ፣ (መርከቦቹ) ፣ በተንሻለሉ ፣ ጊዜ ፣ ገይለኛ ፣ ነፋስ ፣ ትመጣባቸዋል ፤ ከየስፍራውም ፣ ማዕበል ፣ ይመጣባቸዋል ፤ እነሱም ፣ (ለጥፋት) ፣ የተከበቡ ፣ መኾናቸውን ፣ ያረጋግጣሉ ፤ (ያንጊዜ) ፣ አላህን ፣ ከዚች ፣ (ጭንቀት) ፣ ብታድነን ፣ በእርግጥ ፣ ከአመስጋኞቹ ፣ እንኾናለን ፣ ሲሉ ፣ ሃይማኖትን ፣ ለርሱ ፣ ብቻ ፣ ያጠሩ ፣ ኾነው ፣ ይለምኑ ታል ።

23 በአዳናቸውም ፣ ጊዜ ፣ እነሱ ፣ ወዲያውኑ ፣ ያለ ፣ አግባብ ፣ በምድር ፣ ላይ ፣ ወሰን ፣ ያልፋሉ ፣ እላንተ ፣ ሰዎች ፣ ሆይ ፣ ወሰን ፣ ማለፋችሁ ፣ (ጥፋቱ) ፣ በነፍሶቻችሁ ፣ ላይ ፣ ብቻ ፣ ነው ፤ (እርሱም) ፣ የቅርቢቱ ፣ ሕይወት ፣ መጠቀሚያ ፣ ነው ፤ ከዚያም ፣ መመለሻችሁ ፣ ወደኛ ፣ ነው ፣ ትሠሩት ፣ የነበራችሁትንም ፣ ሁሉ ፣ እንነግራችኋለን ።

24 የቅርቢቱ ፣ ሕይወት ፣ ምሳሌ ፣ (2) ከሰማይ ፣ እንዳወረድነው ፣ ውሃ ፣ በርሱም ፣ ሰውና ፣ እንስሳዎች ፣ ከሚበሉት ፣ የምድር ፣ በቃይ ፣ ተቀላቅሎበት ፣ (እንደ ፣ ፋፋ) ፣ ምድርም ፣ ውበትዋን ፣ በያዘኛና ፣ ባጌጠች ፣ ጊዜ ፣ ባለቤቶቻቸውም ፣ በርሷ ፣ ላይ ፣ እነርሱ ፣ ቻዮች ፣ መኾናቸውን ፣ ባሰቡ ፣ ጊዜ ፣ ትእዛዛችን ፣ ሌሊት ፣ ወይም ፣ ቀን ፣ መጥቶባት ፣ ትላንት ፣ እንዳልነበረች ፣ የታጨደች ፣ እንዳይረግናት ፣ ብጤ ፣ ነው ፤ እንደዚሁም ፣

1 በተሳፋሪዎቹ ።
2 ጊዜዋ ፣ በማጠርና ፣ በመጥፋት ።

ለሚያስተነትኑ ፣ ሕዝቦች ፣ አንቀጾችን ፣ እናብራራለን ።

25 አላህም ፣ ወደ ፣ ሰላም ፣ አገር ፣ (1) ይጠራል ፤ የሚሻውንም ፣ ሰው ፣ ወደ ፣ ቀጥተኛው ፣ መንገድ ፣ ይመራል ።

26 ለነዚያ ፣ መልካም ፣ ለሠሩት ፣ መልካም ፣ ነገርና ፣ ጭማሪም ፣ አላቸው ፤ ፊቶቻቸውንም ፣ ጥቂረትና ፣ ውርደት ፣ አይሸፍናቸውም ፤ እነዚያ ፣ የገነት ፣ ሰዎች ፣ ናቸው ፤ እነርሱ ፣ በውስጡ ፣ ዘውታሪዎች ፣ ናቸው ።

27 ለነዚያም ፣ ኃጢአቶችን ፣ ለሠሩት ፣ የኃጢአቲቱ ፣ ቅጣት ፣ በብጤዋ ፣ አለቻቸው ፣ ውርደትም ፣ ትሸፍናቸዋለች ፤ ለነሱ ፣ ከአላህ ፣ (ቅጣት) ፣ ጠባቂ ፣ የላቸውም ፣ ፊቶቻቸው ፣ ከጨለመ ፣ ሌሊት ፣ ቁራጮች ፣ እንደ ፣ ተሸፈኑ ፣ ይኾናሉ ፤ እነዚያ ፣ የእሳት ፣ ሰዎች ፣ ናቸው ፤ እነርሱ ፣ በውስጡ ፣ ዘላላም ፣ ነዋሪዎች ፣ ናቸው ።

28 ሁሉንም ፣ የምንሰበስባቸውን ፣ ከዚያም ፣ ለነዚያ ፣ ለአጋሩት ፣ እናንተም ፣ ተጋሪዎቻችሁም ፣ (2) ስፍራችሁን ፣ ያዙ ፣ የምንልበትን ፣ ተጋሪዎቻቸውም ፣ እኛን ፣ ትግዝቱ ፣ አልነበራችሁም ፣ የሚሉዋቸው ፣ ሲኾኑ ፣ በመካከላቸው ፣ የምንለይበትን ፣ ቀን ፣ (አስታውስ) ።

29 (ጣዖታቶቹ ፣ ለኛ) ፣ ከመገዛታችሁ ፣ በእርግጥ ፣ ዘንጊዎች ፣ ለመኾናችንም ፣ በኛና ፣ በናንተ ፣ መካከል ፣ የአላህ ፣ መስካሪነት ፣ በቃ ፣ (ይሏቸዋል) ።

1 ወደ ፣ ገነት ።
2 ጣዖታቶቻችሁ ።

30 በዚያ ፣ ቀን ፣ ነፍስ ፣ ሁሉ ፣ ያሳለፈችውን ፣ ሥራ ፣ ታውቃለች ፤ (አጋሪዎች) ፣ ወደ ፣ አላህም ፣ እውነተኛ ፣ ወደኾነው ፣ ጌታቸው ፣ ይመለሳሉ ፤ ከነሱም ፣ ይቀጣጥፋት ፣ የነበሩት ፣ ነገር ፣ ይጠፋቸዋል ።

31 ከሰማይና ፣ ከምድር ፣ ሲሳይን ፣ የሚሰጣችሁ ፣ ማን ፣ ነው ? መስሚያዎችንና ፣ ማያዎችን ፣ የፈጠረ ፣ ማን ፣ ነው ? ከሙትም ፣ ሕያውን ፣ የሚያወጣ ፣ ከሕያውም ፣ ሙትን ፣ የሚያወጣ ፣ ማን ፣ ነው ? ነገሩን ፣ ሁሉ ፣ የሚያስተናብርስ ፣ ማን ፣ ነው ? በላቸው ፤ በእርግጥም ፣ አላህ ፣ ነው ፣ ይሉሃል ፤ ታዲያ ፣ (ለምን ፣ ታጋራላችሁ ?) አትፈሩትም ? በላቸው ።

32 ይሃችሁም ፣ እውነተኛ ፣ ጌታችሁ ፣ አላህ ፣ ነው ፤ ከእውነትም ፣ በኋላ ፣ ጥመት ፣ እንጂ ፣ ሌላ ፣ ምን ፣ አልለ ? (ከውነት) ፣ እንዴት ፣ ትዝብራላችሁ ?

33 እንደዚሁ ፣ የጌታህ ፣ ቃል ፣ በነዚያ ፣ ባምመጡት ፣ ላይ ፣ እነርሱ ፣ የማያምኑ ፣ መኾናቸው ፣ ተረጋገጠች ።

34 —ከምታጋሩዋቸው ፣ (ጣዖታት) ፣ ውስጥ ፣ መፍጠርን ፣ የሚጀምር ፣ ከዚያም ፣ የሚመልሰው ፣ አልለን ? በላቸው ፣— አላህ ፣ መፍጠርን ፣ ይጀምራል ፤ (1) ከዚያም ፣ ይመልሰዋል ፤ ታዲያ ፣ (ከእምነት) ፣ እንዴት ፣ ትዝብራላችሁ ? በላቸው ።

35 —ከምታጋሩዋቸው ፤ (2) ወደ ፣ እውነት ፣ የሚመራ ፣ አለን ? በላቸው ፤

1 ያልነበረን ፣ ያስገኛል ።
2 ለአላህ ፣ ባላጋራ ፣ ከምታደርጓቸው ፣ ጣዖታት ።

አላህ : ወደ : እውነቱ : ይመራል ።
 ወደ : እውነት : የሚመራው ።
 ሊከተሉት : የተገባው : ነው ?
 ወይስ : ካልተመራ : በስተቀር ።
 የማይመራው ? ለናንተም ። ምን ።
 (አስረጅ) : አላችሁ ? እንዴት ።
 (በውሸት) : ትፈርዳላችሁ ? በላ
 ቸው ።

36 አብዛኞቻቸውም ። ጥርጣሬን ።
 እንጂ ። አይከተሉም ፤ ጥርጣሬ ።
 ከእውነት ። ምንም ። አያብቃቃም ።
 አላህ ። የሚሠሩትን ። ሁሉ ። 0
 ዋቂ ። ነው ።

37 ይህም ። ቁርአን ። ከአላህ ። ሌላ ።
 (ከኾነ ። ፍጡር) ። የተቀጠፈ ።
 ሊኾን ። አይገባውም ፤ ግን ። ያንን ።
 ከርሱ ። በፊት ። ያለውን ። (መጽ
 ሐፍ) ። የሚያረጋግጥና ። በመጽ
 ሐፍ ። ውስጥ ። ያለውን ። የሚዘረ
 ዝር ። በርሱ ። ጥርጣሬ ። የሌለ
 በት ። ሲኾን ። ከዓለማት ። ጌታ ።
 (የተወረደ) ። ነው ።

38 በእውነትም ። (ሙሐመድ) ። ቀጣ
 ጠፈው ። ይላሉን ? ይህ ። ከኾነ ።
 መሰሉን ። (አንዲት) ። ሱራ ።
 አምጡ ፤ ከአላህም ። ሌላ ። የቻላ
 ችሁትን ። ሁሉ ። (ረዳት) ። ጥሩ ።
 እውነተኞች ። እንደኾናችሁ ። (ተ
 ጋግዛችሁ ። አምጡ) ። በላቸው ።

39 ይልቁንም ። (ከቁርአን) ። እውቀ
 ቱን ። ባላዳረሱት ። ፍቺም ። ገና ።
 ባልመጣቸው ። ነገር ። አስተባ
 በሉ ፤ እንደዚሁ ። እነዚያ ። ከነሱ ።
 በፊት ። የነበሩት ። አስተባብለ
 ዋል ፤ የበዳዮችም ። መጨረሻ ።
 እንዴት ። እንደ ። ነበር ። ተመ
 ልከት ።

40 ከነርሱም ። ውስጥ ። (ወደፊት) ።
 በርሱ ። የሚያምኑ ። አልሉ ፤ ከነር

ሱም ። በርሱ ። የማያምኑ ። አልሉ ።
 ጌታህም ። አጥፊዎቹን ። በጣም ።
 0ዋቂ ። ነው ።

41 ቢያስተባብሉህም ። ለኒ ። ሥራዬ ።
 አለኝ ፤ ለናንተም ። ሥራችሁ ።
 አላችሁ ፤ እናንተ ። ከምሠራው ።
 ነገር ። ንጹሕ ። ናችሁ ፤ እኔም ።
 ከምትሠሩት ። ነገር ። ንጹሕ ።
 ነኝ ። በላቸው ።

42 ከነሱም ። ወደ ። አንተ ። የሚያ
 ዳምጡ (ና የማያምኑ) ። አልሉ ።
 አንተ ። ደንቆሮዎችን ። የማያ
 ውቁ ። ቢኾኑም ። ታሰማለህ ?

43 ከእነሱም ። ወደ ። አንተ ። የሚመ
 ለከቱ ። አልሉ ፤ አንተ ። (ልበ) ።
 ዕውራጉን ። የማያዩ ። ቢኾኑም ።
 ትመራለህ ?

44 አላህ ። ሰዎችን ። ምንም ። አይበ
 ድልም ፤ ግን ። ሰዎች ። ነፍሶቻቸ
 ውን ። ይበድላሉ ።

45 (ከሐዲዎችን) ። ከቀን ። አንዲ
 ትን ። ሰዓት ። እንጂ ። እንዳል
 ቆዩ ። መስለው ። በመካከላቸው ።
 የሚተዋወቁ ። ሲኾኑ ። በምንሰበ
 ሰባቸው ። ቀን ። (አስታውስ) ።
 እነዚያ ። በአላህ ። መገናኘት ።
 ያስተባብሉት ። በእርግጥ ። ከሰሩ ።
 የተመሩም ። አልነበሩም ።

46 የዚያንም ። የምናስፈራራቸውን ።
 ከፊሉን ። (በሕይወትህ) ። ብናሳ
 ይህ ። (መልካም ። ነው) ። ወይም ።
 (ሳናሳይህ) ። ብንገድልህ ። መመ
 ለሻቸው ። ወደ ። እኛ ። ነው ። ከዚ
 ያም ። አላህ ። በሚሠሩት ። ሥራ ።
 ላይ ። 0ዋቂ ። ነው ።

47 ለሕዝቦችም ። ሁሉ ። መልክተኛ ።
 አላቸው ። መልክተኛውም ። በ
 መጣ ። ጊዜ ። (ሲያስተባብሉ) ።

በመካከላቸው ። በትክክል ። ይፈ
 ረዳል ፤ እነርሱም ። አይበደሉም ።

48 —እውነተኞችም ። ከኾናችሁ ።
 ይህ ። (የቅጣቱ) ። ቀጠሮ ። መቼ ።
 ነው ? ይላሉ ።

49 —ለራሴ ። ጉዳትንም ። ጥቅም
 ንም ። አላህ ። ከሻው ። በስተቀር ።
 አልችልም ፤ ለሕዝቦች ። ሁሉ ።
 የተወሰነ ። ጊዜ ። አላቸው ፤ ጊዜያ
 ቸው ። በመጣ ። ወቅት ። አንዲ
 ትን ። ሰዓት ። አይቆዩም ፤ አይቀደ
 ሙምም ። በላቸው ።

50 ቅጣቱ ። በሌሊት ። ወይም ። በቀን ።
 ቢመጣባችሁ ። አጋሪዎቹ ። ከርሱ ።
 የሚቻሉበት ። ነገር ። ምንድን ።
 ነው ? ንገሩኝ ። በላቸው ።

51 ከዚያም ። (ቅጣቱ) ። በወደቀ ።
 ጊዜ ። በርሱ ። አመናችሁበትን ?
 በእርግጥ ። በርሱ ። የምትቻሉሉ ።
 የነበራችሁ ። ስትኾኑ ። አሁን ?
 (ይባላሉ) ።

52 ከዚያም ። ለነዚያ ። ለበደሉት ።—
 ዘውታሪን ። ቅጣት ። ቅመሱ ።
 ትሠሩት ። የነበራችሁትን ። ዋጋ ።
 እንጂ ። አትመነዱም ። ይባላሉ ።

53 እርሱም ። (1) እውነት ። ነውን ?
 (ሲሉ) ። ይጠይቁሃል ፤ አዎን ፤
 በጌታዬ ። እምላለሁ ፤ እርሱ ። እ
 ውነት ። ነው ፤ እናንተም ። አምላ
 ጮች ። አይደላችሁም ፤ በላቸው ።

54 ለበደላችም ። ነፍስ ። ሁሉ ። በም
 ድር ። ላይ ። ያለው ። ሁሉ ። ቢኖ
 ራት ። ኖሮ ። በእርግጥ ። በተበዠ
 ችበት ። ነበር ። ቅጣቱንም ። ባዩ ።
 ጊዜ ። ጸጸትን ። ይገልጻሉ ፤ በመካ
 ከላቸውም ። በትክክል ። ይፈረ
 ዳል ፤ እነርሱም ። አይበደሉም ።

55 ንቁ ፤ በሰማያትና ። በምድር ።
 ያለው ። ሁሉ ። የአላህ ። ነው ።
 ንቁ ። የአላህ ። ተስፋ ። ቃል ። እር
 ግጥ ። ነው ። ግን ። አብዛኞቻቸው ።
 አያውቁም ።

56 እርሱ ። ሕያው ። ያደርጋል ፤ ይገ
 ድላልም ። ወደ ። እርሱም ። ትመ
 ለሳላችሁ ።

57 እላንተ ። ሰዎች ። ሆይ ! ከጌታ
 ችሁ ። ግሣጼ ። በደረቶች ። ውስ
 ጥም ። ላለው ። (የመጠራጠር ።
 በሽታ) ። መድኃኒት ። ለምእም
 ናንም ። ብርሃንና ። እዝነት ። በእ
 ርግጥ ። መጣችላችሁ ።

58 —በአላህ ። ችሮታና ። በእዝነቱ ።
 (ይደሰቱ) ። በዚህም ። ምክንያት ።
 ይደሰቱ ፤ እርሱ ። ከሚሰበስቡት ።
 ሀብት ። በላጭ ። ነው ፤ በላቸው ።

59 —አላህ ። ከሲሳይ ። ለናንተ ።
 ያወረደውን ። ከርሱም ። እርምና ።
 የተፈቀደ ። ያደረጋችሁትን ። አያ
 ችሁን ? በላቸው ፤ አላህ ። (ይህ
 ንን) ። ለናንተ ። ፈቀደላችሁን ?
 ወይስ ። በአላህ ። ላይ ። ትቀጣጥ
 ፋላችሁ ? በላቸው ።

60 የነዚያም ። በአላህ ። ላይ ። ውሸ
 ትን ። የሚቀጣጥፉ ። (ሰዎች) ።
 በትንሣኤ ። ቀን ። (በአላህ) ። ጥር
 ጣሬያቸው ። ምንድን ። ነው ?
 አይቀጡም ። ይመስላቸዋል ?
 አላህ ። በሰዎች ። ላይ ። (ቅጣትን ።
 ባለማቻሉ) ። የልግስና ። ባለ
 ቤት ። ነው ፤ ግን ። አብዛኞቻቹ ።
 አያመሰግኑም ።

61 (ሙሐመድ ። ሆይ !) በማንኛ
 ውም ። ነገር ። ላይ ። አትኾንም ፤
 ከርሱም ። ከቁርአን ። አታነብም ።
 ማንኛውንም ። ሥራ ። (አንተም ።
 ሰዎቹም) ። አትሠሩም ። በገባችሁ

1 የምታስፈራራብን ። ነገር ።

በት : ጊዜ : በናንተ : ላይ : ተጠ
 ባባቂዎች : ብንኾን : እንጂ ፤
 በምድርም : ኾነ : በሰማይ : የብ
 ናኝ : ክብደት : ያክል : ከጊታህ :
 (ዕውቀት) : አይርቅም ፤ ከዚያም :
 ያነሰ : የተልቀም : የለም ፤ በግ
 ልጹ : መጽሐፍ : ውስጥ : የተ
 ጸፈ : ቢኾን : እንጂ ።
 62 ንቁ : የአላህ : ወዳጆች : በነሱ :
 ላይ : ፍርሃት : የለባቸውም ፤
 እነሱም : አያዝኑም ።
 63 (እነሱም) : እነዚያ : ያመኑትና :
 ይፈሩት : የነበሩት : ናቸው ።
 64 ለነሱ : በቅርቢቱ : ሕይወትም :
 በመጨረሻይቱም : ብስራት :
 አላቸው ፤ የአላህ : ቃላት : መል
 ለወጥ : የላትም ፤ ይህ : እርሱ :
 ታላቅ : ዕድል : ነው ።
 65 ንግግራቸውም : (1) አያሳዝንህ ፤
 ጎይል : ሁሉ : በሙሉ : የአላህ :
 ብቻ : ነውና ፤ እርሱ : ሰሚው :
 ዐዋቂው : ነው ።
 66 ንቁ ፤ በሰማያት : ያሉትና : በምድ
 ርም : ያሉት : ሁሉ : በእርግጥ :
 የአላህ : ናቸው ፤ እነዚያ : ከአ
 ላህ : ሌላ : ተጋሪዎችን : የሚ
 ጠሩ : ምንን : ይከተላሉ ? ጥርጣ
 ሬን : እንጂ : ሌላ : አይከተሉም ፤
 እነሱም : የሚዋቹ : እንጂ : አይ
 ደሉም ።
 67 እርሱ : ያ : ሌሊትን : በውስጡ :
 ልታርፉበት : (ጨለማ) : ቀንንም :
 (ልትሠሩበት) : ብርሃን : ያደረገ
 ላችሁ : ነው ፤ በዚህ : ውስጥ :
 ለሚሰሙ : ሕዝቦች : በእርግጥ :
 ታምራቶች : አልሉ ።
 68 አላህ : ልጅን : ያዘ : (ወለደ) :
 አሉ ፤ (ከሚሉት) : ጥራት : ተገ

ባው ፤ እርሱ : ተብቃቂ : ነው :
 በሰማያትና : በምድር : ያለው :
 ሁሉ : የርሱ : ነው ፤ እናንተ :
 ዘንድ : በዚህ : (በምትሉት) :
 ምንም : አስረጅ : የላችሁም :
 በአላህ : ላይ : የግታውቁትን :
 ትናገራላችሁን ?
 69 —እነዚያ : በአላህ : ላይ : ውሸ
 ትን : የሚቀጣጥፉ : ፈጽሞ : አይ
 ድኑም ፤ በላቸው ።
 70 (ለነሱ) : በቅርቢቱ : ዓለም : መጠ
 ቀም : አልላቸው ፤ ከዚያም : መመ
 ለሻቸው : ወደኛ : ነው ፤ ከዚያም :
 ይክዱ : በነበሩት : ምክንያት :
 ብርቱን : ቅጣት : እናቀምሳቸዋ
 ለን ።
 71 የኑሕንም : ወሬ : በነሱ : ላይ :
 አንብብላቸው ፤ ለሕዝቦቹ : ባለ :
 ጊዜ : (አስታውስ) ፤ —ሕዝቦቹ :
 ሆይ ! በናንተ : ውስጥ : ብዙን :
 ጊዜ : መቆየቱ : በአላህም : ታም
 ሬት : ማስታወሴ : በናንተ : ላይ :
 የከበደ : ቢኾን ፤ በአላህ : ላይ :
 ተጠግቻለሁ : ነገራችሁንም :
 ከምታጋሩዋቸው : (ጣዖታት) :
 ጋር : ኾናችሁ : ቁረጡ ፤ ከዚ
 ያም : ነገራችሁ : በናንተ : ላይ :
 ድብቅ : አይኹን ፤ (ግለጹት) ፤
 ከዚያም : (የሻችሁትን) : ወደኔ :
 አድርሱ ፤ ጊዜም : አትስጡኝ ፤
 (ከምንም : አልቆጥራችሁም) ።
 72 ብትሸጉም : (አትጉዱኝም) : ከም
 ንዳ : ምንንም : አልለምናችሁ
 ምና ። ምንዳዬ : በአላህ : ላይ :
 እንጂ : በሌላ : ላይ : አይደለም ፤
 ከሙስሊሞች : እንድኾንም : ታዝ
 ዣለሁ ።
 73 አስተባበሉትም ፤ እርሱንና : ከ
 ርሱ : ጋር : የነበሩትንም : በታን

ኳይቱ : ውስጥ : አዳንናቸው ፤
 (ለጠፉት) : ምትኮችም : አደረግ
 ናቸው ፤ እነዚያንም : በአንቀጾቻ
 ችን : ያስተባበሉትን : አስጠ
 ምን ፤ የተስፈራሩትም : ሕዝቦች :
 መጨረሻ ፤ እንዴት : እንደ :
 ነበረ : ተመልከት ።
 74 ከዚያም : ከርሱ : በኋላ : መልክተ
 ጥችን : ወደየሕዝቦቻቸው : ላ
 ክን ፤ በግልጽ : ማስረጃዎችም :
 መጣቸው ፤ (ከመላካቸው) : በ
 ፊት : በርሱ : ባስተባበሉበትም :
 ነገር : የሚያምኑ : አልኾኑም ፤
 እንደዚህ : በወሰን : አላፈዎች :
 ልቦች : ላይ : እናትማለን ።
 75 ከዚያም : ከነሱ : ኋላ : ሙሳንና :
 ሃሩንን : ወደ : ፈርዖንና : ወደ :
 መማክርቱ : በታምራታችን :
 ላክን ፤ ኮሩም : ትዕቢተኞች :
 ሕዝቦችም : ነበሩ ።
 76 ከኛም : ዘንድ : እውነቱ : በመጣ
 ቸው : ጊዜ : ይህ : በእርግጥ :
 ግልጽ : ድግምት : ነው : አሉ ።
 77 ሙሳ : አለ :—እውነቱን : በመጣ
 ችሁ : ጊዜ : ድግምተኞች : የማይ
 ድኑ : ሲኾኑ : (እርሱ : ድግምት :
 ነው) : ትላላችሁን ? ይህ : ድግ
 ምት : ነውን ?
 78 (እነርሱም) : አሉ :—አባቶቻች
 ንን : በርሱ : ላይ : ካገኘንበት :
 ሃይማኖት : ልታዘረን : ለናንተም :
 በምድር : ውስጥ : ኩራት : (ኹ
 መት) : ልትኖራችሁ : መጣህ
 ብን ? እኛም : ለናንተ : አማኞች :
 አይደለንም ።
 79 ፈርዖንም ፤—ዐዋቂ : ድግምተ
 ኛን : ሁሉ : አምጡልኝ : አለ ።
 80 ድግምተኞቼም : በመጡ : ጊዜ :
 ሙሳ : ለነርሱ :—እናንተ : የምት

ጥሉትን : ነገር : ጣሉ : አላቸው ።
 81 (ገመዶቻቸውን) : በጣሉም :
 ጊዜ : ሙሳ : አለ :— ያ : በርሱ :
 የመጣችሁበት : ነገር : ድግምት :
 ነው ፤ አላህ : በእርግጥ : ያፈርሰ
 ዋል ፤ አላህ : የአጥፊዎችን : ሥራ
 ፈጽሞ : አያበጅምና ።
 82 አላህም : ከሐዲዎች : ቢጠሉም :
 እውነትን : በቃላቱ : ያረጋግጣል ።
 83 ለሙሳም : ከፈርዖንና : ከሹማም
 ንቶቻቸው : ማስቃየትን : ከመፍ
 ሬት : ጋር : ከወገኖቹ : የኾኑ :
 ጥቂቶች : ትውልዶች : እንጂ :
 አላመኑለትም ፤ ፈርዖንም : በም
 ድር : ላይ : በእርግጥ : የኮራ :
 ነበር ፤ እርሱም : በእርግጥ : ወሰን
 ካለፉት : ነበር ።
 84 ሙሳም : አለ :—ሕዝቦቹ : ሆይ :
 በአላህ : አምናችሁ : እንደ : ሆነ :
 በርሱ : ላይ : ተጠጉ ፤ ታዛዦች :
 እንደ : ኾናችሁ : (በአላህ : ላይ :
 ትመካላችሁ) ።
 85 አሉም ፤— በአላህ : ላይ : ተጠ
 ጋን ፤ ጌታችን : ሆይ : ለበደለ
 ጥች : ሕዝቦች : መፈተኛ : አታ
 ድርገን ።
 86 በእዝነትህም : ከከሐዲዎች : ሕዝ
 ቦች : አድነን ።
 87 ወደ : ሙሳና : ወደ : ወንድሙ :—
 ለሕዝቦቻችሁ : በምሥር : ቤቶ
 ችን : ሥሩ ፤ ቤቶቻችሁንም : መስ
 ገጃ : አድርጉ ፤ ሰላትንም : በደ
 ንቡ : ስገዱ ፤ (ለሙሳ) : ምእምናኖ
 ቹንም : አብስር : ስንል : ላክን ።
 88 ሙሳም : አለ :— ጌታችን : ሆይ :
 አንተ : ለፈርዖንና : ለሹሞቹ :
 በቅርቢቱ : ሕይወት : ጌጥን :
 ብዙ : ገንዘቦችንም : በእርግጥ :
 ሰጠህ ፤ ጌታችን : ሆይ : ከመንገ

1 መልክተኛ : አይደለም : ማለታቸው ።

ድሀ : ያሳስቱ : ዘንድ : (ሰጠሃ ቸው) : ጌታችን : ሆይ ገንዘቦቻቸውን : አጥፋ ፤ በልቦቻቸውም : ላይ : አትም ፤ አሳማሚን : ቅጣት : እስከሚያዩ : አያምኑምና ።

89 (አላህም) :- ጸሎታችሁ : በእርግጥ : ተሰምታለች ፤ ቀጥም : በሉ፤ የነዚያንም : የማያውቁትን : ሰዎች : መንገድ : አትከተሉ : አላቸው ።

90 የእስራኤልንም : ልጆች : ባሕሩን : አሳለፍናቸው ፤ ፈርዖንና : ሰራዊቱም : ወሰን : ለማለፍና : ለመበደል : ተከተሏቸው ፤ መስጠምም : ባገኘው : ጊዜ :— አመንኩ ፤ እነሆ : ከዚያ : የእስራኤል : ልጆች : በርሱ : ከአመኑበት : በስተቀር : ሌላ : አምላክ : የለም : እኔም : ከታዛዦቹ : ነኝ : አለ ።

91 :-ከአሁን : በፊት : በእርግጥ : ያመጥክ : ከአጥፊዎችም : የነበርክ : ስትኾን : አሁን : (አመንኩ : ትላለህ)?

92 ዛሬማ : ከኋላህ : ላሉት : ታምር : ትኾን : ዘንድ : በድን : ኾነህ : (ከባሕሩ) : እናወጣለን : (ተባለ)፤ ከሰዎችም : ብዙዎቹ : ከታምራታችን : በእርግጥ : ዘንጊዎች : ናቸው ።

93 የእስራኤልንም : ልጆች : ምስጉንን : ስፍራ : በእርግጥ : አሰፈርናቸው ፤ ከመልካም : ሲሳዩችም : ሰጠናቸው ፤ ዕውቀትም : (ቁርአን) : እስከ : መጣቸው : ድረስ : አልተለያዩም ፤ ጌታህ : በርሱ : ይለያዩበት : በነበሩት : ነገር : በትንሣኤ : ቀን : በመካከላቸው : ይፈርዳል ።

94 ወደ : እንተም : ካወረድነው : በመጠራጠር : ውስጥ : ብትኾን : እነዚያን : ከእንተ : በፊት : መጽሐፉን : የሚያነቡትን : ጠይቅ ፤ እውነቱ : ከጌታህ : ዘንድ : በእርግጥ : መጥቶልሃል ፤ ከተጠራጣሪዎቹም : አትኾን ።

95 ከእነዚያም : የአላህን : አንቀጾች : ከአስተባባሉት : አትኾን ፤ ከከሳሪዎቹ : ትኾናለህና ።

96 እነዚያ : በነርሱ : ላይ : የጌታህ : ቃል : የተረጋገጠባቸው : አያምኑም ።

97 ታምር : ሁሉ : ብትመጣላቸውም : አሳማሚን : ቅጣት : እስከሚያዩ : ድረስ : (አያምኑም) ።

98 (ከዩኑስ : በፊት : ካለፉት : ከተሞች) : ያመነችና : እምነትዋ : የጠቀማት : ከተማ : ለምን : አልኖረችም : ግን : የዩኑስ : ሕዝቦች : ባመኑ : ጊዜ : በቅርቡቱ : ሕይወት : የውርደትን : ቅጣት : ከነሱ : ላይ : እነሳንላቸው ፤ እስከ : ጊዜም : ድረስ : አጣቀምናቸው ።

99 ጌታህም : በሻ : ኖሮ : በምድር : ያሉት : ሰዎች : ሁሉም : የተሰበሰቡ : ኾነው : ባመኑ : ነበር ፤ ታዲያ : እንተ : ሰዎችን : አማኞች : እንዲኾኑ : ታስገድዳለህን?

100 ለማንኛዎም : ነፍስ : በአላህ : ፈቃድ : ቢኾን : እንጂ : ልታምን : (ኾሎታ) : የላትም ፤ (አላህ : ለከፊሎቹ : እምነትን : ይሻል) : በነዚያም : በማያውቁት : ላይ : ርክሰትን : ያደርጋል ።

101 :-በሰማያትና : በምድር : ያለውን : (ታምር) : ተመልከቱ : በላቸው ፤ ታምራቶችና : አስፈራ

ሪዎችም : ለማያምኑ : ሕዝቦች : አይጠቅሙም ።

102 የነዚያን : ከነሱ : በፊት : ያለፉትን : ሕዝቦች : ቀኖች : ብጤ : እንጂ : ሌላን : ይጠባበቃሉን ? :-ተጠባበቁ ፤ እኔ : ከናንተ : ጋር : ከሚጠባበቁት : ነኝ : በላቸው ።

103 ከዚያም : መልክተኞቻችንን : እነዚያንም : ያመኑትን : እናድናለን ፤ እንደዚሁም : ምእምናንን : (ከጭንቅ : ሁሉ) : እናድናለን : (ይህ) : በኛ : ላይ : ተረጋገጠ ።

104 :-እናንተ : ሰዎች : ሆይ ! ከኔ : ሃይማኖት : በመጠራጠር : ውስጥ : ብትኾኑ : እነዚያን : ከአላህ : ሌላ : የምትገዛቸውን : አልገዛም : ግን : ያንን : የሚገድላችሁን : አላህን : እግዛለሁ ፤ ከምእምናን : እንድኾንም : ታዝገላሁ : በላቸው ።


105 ፊትህንም : (ወደ : ቀጥታ) : ያዘነ በልክ : ስትኾን : ለሃይማኖት : ቀጥ : አድርግ ፤ ከአጋሪዎቹም : አትኾን ።

106 ከአላህም : በቀር : የማይጠቅምንና : የማይገዱን : አትገዛዝ፤ ብትሠራም : እንተ : ያንጊዜ : ከበደለኞቹ : ትኾናለህ : (ተብያለሁ : በላቸው) ።

107 አላህም : ጉዳትን : ቢያደርስብህ : ከርሱ : ሌላ : ለርሱ : ገላጭ : የለውም ፤ በግንንም : ነገር : ቢሻልህ : ለችሮታው : መላሽ : የለም፤ ከባርቹ : የሚሻውን : በርሱ : ይለይበታል ፤ እርሱም : መሐሪ : አዛኝ : ነው ።

108 :-እላንተ : ሰዎች : ሆይ ! እውነቱ : ከጌታችሁ : በእርግጥ : መጣላችሁ : (በርሱ) : የተመራም : ሰው : የሚመራው : ለራሱ : ነው፤ የተሳሳተም : ሰው : የሚሳሳተው : (ጉዳቱ) : በራሱ : ላይ : ነው ፤ እኔም : በናንተ : ላይ : ተጠባባቂ : አይደለሁም : በላቸው ።

109 ወዳንተም : የሚወረደውን : ነገር : ተከተል ፤ አላህም : (በነሱ : ላይ) : እስከሚፈርድ : ድረስ : ታገሥ ፤ እርሱም : ከፈራጆቹ : ሁሉ : በላጭ : ነው ።



★ ★ ★

በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም :
 ርገሩህ : በጣም : አዛኝ : በኾነው #
 1 አ. ለ. ረ. (አሊፍ : ላም : ራ ፤
 ይህ : ቁርአን :) አንቀጾቹ : በጥ
 ንዛሬ : የተሰከኩ : ከዚያም : የተ
 ዘረዘሩ : የኾነ : መጽሐፍ : ነው ፤
 ጥበበኛ : ውስጠ : ዐዋቂ : ከኾ
 ነው : ዘንድ : (የተወረደ) : ነው #
 2 (እንዲህ : በላቸው) :-አላህን :
 እንጂ : ሌላን : አትገዙ ፤ እኔ :
 ለናንተ : ከርሱ : (የተላከሁ) :
 አስፈራሪና : አብላሪ : ነኝ #
 3 ጌታችሁንም : ምሕረትን : ለም
 ኑት ፤ ከዚያም : ወደርሱ : ተመ
 ለሱ ፤ እስከ : ተወሰነ : ጊዜ :
 ድረስ : መልካምን : መጥቀም :
 ይጠቅማችኋልና ፤ የትሩፋትንም :
 ባለቤት : ሁሉ : ችሮታውን :
 (ምንዳውን) : ይሰጠዋል ፤ ብትሽ
 ሹም : እኔ : በናንተ : ላይ : የታላ
 ቅን : ቀን : ቅጣት : እፈራላች
 ኋለሁ #
 4 መመለሻችሁ : ወደ : አላህ : ብቻ :
 ነው ፤ እርሱም : በነገሩ : ሁሉ :
 ላይ : ቻይ : ነው #
 5 ንቁ : እነሱ : ከርሱ : (ከአላህ) :
 ይደበቁ : ዘንድ : ደረቶቻቸውን :
 ያጥፋሉ ፤ ንቁ : ልብሶቻቸውን :
 በሚከናወኑ : ጊዜ : የሚደብቁ
 ትን : የሚገልጹትንም : ሁሉ :
 ያውቃል ፤ እርሱ : በደረቶች :
 ውስጥ : ያለውን : ሁሉ : ዐዋቂ :
 ነውና #

6 በምድርም : ላይ : ምንም : ተንቀ
 ሳቃሽ : የለችም : ምግቧ : በአ
 ላህ : ላይ : ያለ : ቢኾን : እንጂ ፤
 ማረፊያዋንም : መርጊያዋንም :
 ያውቃል ፤ ሁሉም : ግልጽ : በኾ
 ነው : መጽሐፍ : ውስጥ : ነው #
 7 እርሱም : ያ : ሰማያትንና : ምድ
 ርን : በስድስት : ቀናት : ውስጥ :
 የፈጠረ : ነው ፤ ዐርሹም : በውሃ :
 ላይ : ነበር ፤ የትኛችሁ : ሥራው :
 ያማረ : መኾኑን : ይፈትናችሁ :
 ዘንድ : (ፈጠራቸው) :- እናንተ :
 ከሞት : በኋላ : በእርግጥ : ተቀስ
 ቃሾች : ናችሁ : ብትልም : እነ
 ዚያ : የካዱት : ይህ : ግልጽ : ድግ
 ምት : እንጂ : ሌላ : አይደለም :
 ይላሉ # (1)
 8 ቅጣቱንም : ወደ : ተቆጠሩ :
 (ጥቂት) : ጊዜያቶች : ከነርሱ :
 ብናቆይላቸው : (ከመውረድ) :
 የሚከለክለው : ምንድን : ነው?
 ይላሉ ፤ ንቁ : በሚመጣቸው :
 ቀን : ከነሱ : ላይ : ተመላሽ :
 አይደለም ፤ በርሱ : ይላለቁበት :
 የነበሩትም : (ቅጣት) : በነርሱ :
 ላይ : ይወርድባቸዋል #
 9 ሰውንም : ከኛ : ችሮታን : ብናቀ
 ምሰው : ከዚያም : ከርሱ : ብንወ
 ስዳት : እርሱ : በእርግጥ : ተስፋ :
 ቆራጭ : ከሕደተ : ብርቱ : ነው #
 1 ይህ : ቃል : ብልሹ : በመኾን : እንደ :
 ድግምት : ነው : ይላሉ #

10 ካንኛቸውም : ችግር : በኋላ : ጠጋ
 ምችን : ብናቀምሰው : ችግሮች :
 ከኔ : ላይ : በእርግጥ : ተወገዱ :
 ይላል ፤ (አያመሰግንም) : እርሱ :
 ተደሳች : ጉረኛ : ነውና #
 11 ግን : እነዚያ : የታገሡ : መል
 ካም : ሥራዎችንም : የሠሩ : እነ
 ዚያ : ለነሱ : ምሕረትና : ታላቅ :
 ምንዳ : አላቸው #
 12 ሰርሱ : ላይ : የገንዘብ : ድልብ :
 ለምን : አልተወረደም : ወይም :
 ከርሱ : ጋር : መልአክ : ለምን :
 አልመጣም : ማለታቸውንም :
 በመፍራት : ወደ : እንተ : ከሚወ
 ርደው : ከፊሉን : ልትተው :
 በርሱም : ልብህ : ጠባብ : ሊኾን :
 ይፈራልሃል ፤ አንተ : አስፈራሪ :
 ብቻ : ነህ ፤ አላህም : በነገሩ :
 ሁሉ : ተጠባባቂ : ነው #
 13 ይልቁንም : (ቁርአንን) : ቀጣጠ
 ፈው : ይላሉ?? :- እውነተኛች :
 እንደ : ኾናችሁ : ብጤው : የኾ
 ኑን : ዐሥር : የተቀጣጠፉ : ሱራ
 ዎች : አምጡ ፤ ከአላህም : ሌላ :
 የቻላችሁትን : (ረዳት) : ጥሩ :
 በላቸው #
 14 ለናንተም : (ጥሪውን) : ባይቀበሏ
 ችሁ : የተወረደው : በአላህ : ዕው
 ቀት : ብቻ : መኾኑንና : ከርሱ :
 ሌላ : አምላክ : አለመኖሩን :
 ዕውቁ ፤ ታዲያ : እናንተ : የምትሰ
 ልሙ : ናችሁን ? (ስለሙ : በላ
 ቸው) #
 15 ቅርቢቱን : ሕይወትና : ጌጧን :
 የሚሹ : የኾኑትን : ሰዎች : ሥራ
 ዎቻቸውን : (ምንዳዋን) : በርሷ :
 ውስጥ : ወደነሱ : እንሞላላቸዋ
 ለን ፤ እነሱም : በርሷ : ውስጥ :
 ምንም : አይገደልባቸውም #

16 እነዚያ : እነርሱ : በመጨረሻ
 ይቱ : ዓለም : ለነርሱ : ከእሳት :
 በቀር : የሌላቸው : ናቸው ፤ የሠ
 ሩትም : ሥራ : በርሷ : ውስጥ :
 ተበላሽ ፤ (በቅርቢቱ : ዓለም) :
 ይሠሩት : የነበሩትም : በጎ :
 ሥራ : ብልሹ : ነው #
 17 ከጌታው : ከአስረጅ : ጋር : የኾነ :
 ሰው : ከርሱም : (ከአላህ) : የኾነ :
 መስካሪ : የሚከተለው : ከርሱ :
 በፊትም : የሙሳ : መጽሐፍ :
 መሪና : እገነኝት : ሲኾን : (የመስ
 ከረለት) : የቅርቢቱን : ሕይወት :
 እንደሚሻው : ሰው : ነውን ? እነ
 ዚያ : በርሱ : (በቁርአን) : ያም
 ናሉ ፤ ከአሕዛቦቹም : በርሱ :
 የሚክድ : ሰው : እሳት : መመለ
 ሻው : ናት ፤ ከርሱም : በመጠ
 ራጠር : ውስጥ : አትኹን ፤ እርሱ :
 ከጌታህ : የኾነ : እውነት : ነው ፤
 ግን : አብዛኞቹ : ሰዎች : አያም
 ኑም #
 18 በአላህ : ላይ : እብላትን : ከሚቀ
 ጣጥፍም : ይበልጥ : በዳይ :
 ማነው ? እነዚያ : በጌታቸው :
 ላይ : ይቀረባሉ ፤ መስካሪዎ
 ቹም :- እነዚህ : በጌታቸው :
 ላይ : የዋኹት : ናቸው : ይላሉ ፤
 ንቁ : የአላህ : ርግማን : በበዳ
 ዮች : ላይ : ይኹን #
 19 (እነሱም) : እነዚያ : ከአላህ :
 መንገድ : የሚከለክሉ : መጥመጫ
 ንም : የሚፈልጓት : ናቸው ፤ እነ
 ሱም : መጨረሻይቱን : ዓለም :
 እነሱ : ከሓዲዎች : ናቸው #
 20 እነዚያ : በምድር : ውስጥ : (ከአ
 ላህ) : የሚያመልጡ : አልነበ
 ሩም ፤ ከአላህም : ሌላ : ለነርሱ :
 ረዳቶች : አልነበሯቸውም ፤ ለነሱ :

ቅጣቱ ፡ ይደራረብላቸዋል ፤ (እውነትን) ፡ መስማትን ፡ የሚችሉ ፡ አልነበሩም ፡ የሚያዩም ፡ አልነበሩም ።

21 እነዚያ ፡ እነርሱ ፡ ነፍሶቻቸውን ፡ ያከሰሩ ፡ ከነሱም ፡ ይቀጣጥፉት ፡ የነበሩት ፡ ነገር ፡ የጠፋቸው ፡ ናቸው ።

22 እነርሱ ፡ በመጨረሻይቱ ፡ ዓለም ፡ በጣም ፡ ከሳሪዎቹ ፡ እነሱ ፡ መኾናቸው ፡ ጥርጥር ፡ የለውም ።

23 እነዚያ ፡ ያመኑትና ፡ በሳ ፡ ሥራዎችን ፡ የሠሩት ፡ ወደ ፡ ጌታቸውም ፡ የተዋረዱት ፡ እነዚያ ፡ የገነት ፡ ሰዎች ፡ ናቸው ፤ እነሱ ፡ በውስጡ ፡ ዘላለም ፡ ዘውታሪዎች ፡ ናቸው ።

24 የሁለቱ ፡ ክፍሎች ፡ (1) ምሳሌ ፡ እንደ ፡ ዕውርና ፡ እንደ ፡ ደንቆር ፡ እንደሚያይና ፡ እንደሚሰማም ፡ ብጤ ፡ ነው ፤ በምሳሌ ፡ ይተካክላሉን ? አትገሠዱም ?

25 ኑሕንም ፡ ወደ ፡ ሕዝቦቹ ፡ በእርግጥ ፡ ላከን ፤ (አላቸውም) ፡— እኔ ፡ ለናንተ ፡ ግልጽ ፡ አስፈራሪ ፡ ነኝ ።

26 አላህን ፡ እንጂ ፡ ሌላን ፡ አትገዙ ፤ እኔ ፡ በናንተ ፡ ላይ ፡ የአሳማሚን ፡ ቀን ፡ ቅጣት ፡ እፈራላችኋለሁና ።

27 ከሕዝቦቹም ፡ እነዚያ ፡ የካዱት ፡ መሪዎቹ ፡ ብጤያችን ፡ ሰው ፡ ሾነህ ፡ እንጂ ፡ አናይህም ፤ እነዚያም ፡ እነሱ ፡ ሐሳብ ፡ ጥራዎች ፡ የኾኑት ፡ ወራደቻችን ፡ እንጂ ፡ ሌላ ፡ ተከትሎህ ፡ አናይህም ፤ ለናንተም ፡ በእኛ ፡ ላይ ፡ ምንም ፡ ብልጫን ፡ አናይም ፤ ከቶውንም ፡

ውሸታዎች ፡ መኾናችሁን ፡ እንጠረጥራችኋለን ፡ አሉ ።

28 ፡-ሕዝቦቹ ፡ ሆይ ፡ ንገሩኝ ፡ ከጌታዬ ፡ በግልጽ ፡ ማስረጃ ፡ ላይ ፡ ብኾን ፡ ከርሱም ፡ ዘንድ ፡ የኾነን ፡ ችሮታ ፡ (ኑቢያንት) ፡ ቢሰጠኝና ፡ በናንተ ፡ ላይ ፡ ብትደበቅባችሁ ፡ እናንተ ፡ ለርሷ ፡ ጠይቃች ፡ ስትኾኑ ፡ እርሷን ፡ (በመቀበል) ፡ እናስገድዳችኋለን ? አላቸው ።

29 ሕዝቦቹም ፡ ሆይ ! በርሱ ፡ (በተላከሁበት ፡ ማድረስ) ፡ ላይ ፡ ገንዘብን ፡ አልጠይቃችሁም ፤ ምን ዳዩ ፡ በአላህ ፡ ላይ ፡ እንጂ ፡ በሌላ ፡ ላይ ፡ አይደለም ፤ እኔም ፡ እነዚያን ፡ ያመኑትን ፡ አባራሪ ፡ አይደለሁም ፤ እነርሱ ፡ ጌታቸውን ፡ የሚገናኙ ፡ ናቸውና ፤ ግን ፡ እኔም ፡ የምትሳሳቱ ፡ ሕዝቦች ፡ ኾናችሁ ፡ አያችኋለሁ ።

30 ሕዝቦቹም ፡ ሆይ ፡ ባባርራቸው ፡ ከአላህ ፡ (ቅጣት) ፡ የሚያድነኝ ፡ ግን ፡ ነው ? አትገሠዱም ?

31 ለእናንተም ፡ እኔ ፡ ዘንድ ፡ የአላህ ፡ ግምጃ ፡ ቤቶች ፡ አልሉ ፡ ሩቅንም ፡ ዐውቃለሁ ፡ አልላችሁም ፤ እኔም ፡ መልአክ ፡ ነኝ ፡ አልላችሁም ፤ ለነዚያም ፡ ዓይኖቻችሁ ፡ ለሚያዋርዷቸው ፡ አላህ ፡ ደግ ፡ ነገርን ፡ (እምነትን) ፡ አይሰጣቸውም ፡ አልልም ፤ አላህ ፡ በነፍሶቻቸው ፡ ውስጥ ፡ ያለውን ፡ ነገር ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ፤ እኔ ፡ ያን ፡ ጊዜ ፡ ከበደለኞች ፡ እኾናለሁና ፡ (አላቸው) ።

32 ፡-ኑሕ ፡ ሆይ ፡ በእርግጥ ፡ ተከራከርክን ፤ እኛን ፡ መከራከርህንም ፡ አበዛኸው ፡ ከእውነተኞቹም ፡ እን

ደኾንክ ፡ የምታስፈራራብንን ፡ ቅጣት ፡ አምጣው ፡ አሉ ።

33 ፡-እርሱን ፡ የሚያመጣባችሁ ፡ የሻ ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡ አላህ ፡ ብቻ ፡ ነው ፤ እናንተም ፡ የምታቅቱ ፡ አይደላችሁም ፡ አላቸው ።

34 ለናንተም ፡ ልመክራችሁ ፡ ብሻ ፡ አላህ ፡ ሊያጠማችሁ ፡ ሽቶ ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡ ምክሬ ፡ አይጠቅማችሁም ፤ እርሱ ፡ ጌታችሁ ፡ ነው ፤ ወደ ፡ እርሱም ፡ ትመለሳላችሁ ፡ (አላቸው) ።

35 ይልቁንም ፡ ቀጠፈው ፡ ይላሉን ? ብቀጥፈው ፡ ኃጢአቱ ፡ (ቅጣቱ) ፡ በኔ ፡ ላይ ፡ ነው ፤ እኔም ፡ ከምታጠፉት ፡ (ጥፋት) ፡ ንጹሕ ፡ ነኝ ፡ በላቸው ።

36 ወደ ፡ ኑሕም ፡ እነሆ ፡- ከሕዝቦችህ ፡ በእርግጥ ፡ ካመኑት ፡ በስተቀር ፡ (ወደፊት) ፡ እያምኑም ፡ ይሠሩትም ፡ በነበሩት ፡ (ክሕደት) ፡ አትዘን ፡ ማለት ፡ ተወረደ ።

37 (አላህም) ፡ በጥበቃችንና ፡ በትእዛዛችንም ፡ ኾነህ ፡ መርከቢቱን ፡ ሥራ ፤ በነዚያም ፡ በበደሉት ፡ ሰዎች ፡ ነገር ፡ አታናግረኝ ፤ እነሱ ፡ በእርግጥ ፡ የሚሰጠሙ ፡ ናቸውና ፡ (አለው) ።

38 ከወገኖቹም ፡ መሪዎቹ ፡ በርሱ ፡ አጠገብ ፡ ባለፉ ፡ ቅጥር ፡ ከርሱ ፡ እየተሳለቁ ፡ መርከቢቱን ፡ ይሠራል ። ከኛ ፡ ብትሳለቁ ፡ እኛም ፡ እንደተሳለቃችሁብን ፡ ከናንተ ፡ እንሳለቅባችኋለን ፡ አላቸው ።

39 የሚያዋርደው ፡ ቅጣት ፡ የሚመጣበትን ፡ በርሱም ፡ ላይ ፡ ዘውታሪ ፡ ቅጣት ፡ የሚሰፍርበትን ፡ ሰው ፡ (ማን ፡ እንደ ፡ ኾነ) ፡ ወደ

ፊት ፡ ታውቃላችሁ ፡ (አላቸው) ።

40 ትእዛዛችንም ፡ በመጣና ፡ እቶኑም ፡ በገንፈለ ፡ ጊዜ ፡ በርሷ ፡ ውስጥ ፡ ከየዓይነቱ ፡ ሁሉ ፡ ሁለት ፡ ሁለት ፡ (ወንድና ፡ ሴት) ፤ ቢተ ፡ ሰባችሁንም ፡ ቃል ፡ ያለፈበት ፡ ብቻ ፡ ሲቀር ፡ ያመነንም ፡ ሰው ፡ ሁሉ ፡ ጫን ፡ አልነው ፤ ከርሱም ፡ ጋር ፡ ጥቂቶች ፡ እንጂ ፡ አላመኑም ።

41 ፡-መኼደም ፡ መቆሚም ፡ በአላህ ፡ ስም ፡ ነው ፡ እያላችሁም ፡ በውስጡ ፡ ተሳፈሩ ፤ ጌታዬ ፡ መሓሪ ፡ አዛኝ ፡ ነውና ፡ አላቸው ።

42 እርሷም ፡ እንደ ፡ ተራራዎች ፡ በኾነ ፡ ማዕበል ፡ ውስጥ ፡ በነርሱ ፡ (ይዛቸው) ፡ የምትንሻለል ፡ ስትኾን ፡ (በአላህ ፡ ስም ፡ ተቀመጡ ባት) ፤ ኑሕም ፡ ልጁን ፡ ከመርከቢቱ ፡ የራቀ ፡ ኾና ፡ ሳለ ፡- ልጄ ፡ ሆይ ፡ ከኛ ፡ ጋር ፡ ተሳፈር ፡ ከከሐዲዎቹም ፡ አትኾን ፡ ሲል ፡ ጠራው ።

43 (ልጁም) ፡- ከውሃው ፡ ወደሚጠብቀኝ ፡ ተራራ ፡ እጠጋለሁ ፡ አለ ፤ (አባቱም) ፡- ዛሬ ፡ ከአላህ ፡ ትእዛዝ ፡ ምንም ፡ ጠባቂ ፡ የለም ፤ (እርሱ) ፡ ያዘነለት ፡ ካልኾን ፡ በቀር ፡ አለው ፤ ማዕበሉም ፡ በመካከላቸው ፡ ጋረደ ፤ ከሰጣሚዎቹም ፡ ኾነ ።

44 ተባለም ፡- ምድር ፡ ሆይ ፡ ውሃሽን ፡ ዋጪ ፤ ሰማይም ፡ ሆይ ፡ (ዝናምሽን) ፡ ያገር ፤ ውሃውም ፡ ሠረገ ፤ ቅጣቱም ፡ ተፈጸመ ፤ ጁዲይ ፡ በሚባልም ፡ ተራራ ፡ ላይ ፡ (መርከቢቱ) ፡ ተደላደለች ፤ ለከሐዲዎችም ፡ ሰዎች ፡ ጥፋት ፡ ተገባቸው ፡ (ጠፉ) ፡ ተባለ ።

1 የከሐዲዎችና ፡ የምእምናን ።

45 ኑሕም : ጌታውን : ጠራ ፤ አለም :
 ፡—ጌታዬ : ሆይ : ልጄ : ከቤተ
 ሰቤ : ነው ፤ ኪዳንህም : እውነት :
 ነው ፤ አንተም : ከፈራጆች :
 ሁሉ : ይበልጥ : ዐዋቂ : ነህ ።

46 (አላህም) : ኑሕ : ሆይ : እርሱ :
 ከቤተ : ሰብህ : አይደለም ፤ እርሱ :
 መልካም : ያልሆነ : ሥራ : ነው ፤
 በርሱ : ዕውቀት : የሌለህም :
 ነገር : አትጠይቀኝ ፤ እኔ : ከሚ
 ሳሳቱት : ሰዎች : እንዳትሆን :
 እገሥጽሃለሁ : አለ።

47 ፡—ጌታዬ : ሆይ : በርሱ : ለኔ :
 ዕውቀት : የሌለኝን : ነገር : የም
 ጠይቅህ : ከመኾን : እኔ : ባንተ :
 እጠበቃለሁ ፤ ለኔም : ባትምረ
 ኝና : ባታዝንልኝ ፤ ከከሳሪዎቹ :
 እሾናለሁ : አለ ።

48 ፡— ኑሕ : ሆይ : ከኛ : በኾነ :
 ሰላም : ባንተ : ላይና : አንተም :
 ጋር : ባሉት : ሕዝቦች : (ትው
 ልድ) : ላይ : በኾኑ : በረከቶችም :
 የተገናኝፍክ : ኾነህ : ውረድ ፤
 (ከነሱው : ዘሮች : የኾኑ) : ሕዝ
 ቦችም : በቅርብ : ዓለም : በእ
 ርግጥ : እናስመቻቸዋለን ፤ ከዚ
 ያም : ከኛ : የኾነ : አሳማሚ :
 ቅጣት : ይነካቸዋል : ተባለ ።

49 ይህቺ : ከሩቁ : ወራዎች : ናት ፤
 ወደ : አንተ : እናወርዳለን ፤
 አንተም : ሕዝቦችህም : ከዚህ :
 በፊት : የምታውቋት : አልነበራ
 ችሁም ፤ ታገሥም ፤ ምስገን : የኾ
 ነችው : ፍጹሚ : ለሚጠነቀቁት :
 ናትና ።

50 ወደ : ዓድም : ወንድማቸውን :
 ሁድን : (ላክን) ፤ አላቸው ፡—
 ወገኖቹ : ሆይ : አላህን : ተገዙ :
 ከእርሱ : ሌላ : ምንም : አምላክ :

የላችሁም ፤ እናንተም : ቀጣፊ
 ዎች : እንጂ : ሌላ : አይደላች
 ሁም ።

51 ሕዝቦቹ : ሆይ : በርሱ : (በማድ
 ረሴ) : ላይ : ምንዳን : አልጠይቃ
 ችሁም ፤ ምንዳይ : በዚያ : በፈጠ
 ረኝ : ላይ : እንጂ : በሌላ : ላይ :
 አይደለም ፤ አታውቁምን ?

52 ሕዝቦቹም : ሆይ : ጌታችሁን :
 ምሕረትን : ለምኑት ፤ ከዚያም :
 ወደርሱ : ተጸጸቱ ፤ ዝናምን :
 በናንተ : ላይ : ተከታታይ : አድ
 ርጉ : ይልክላችኋልና ፤ ወደ :
 ኅይላችሁም : ኅይልን : ይጨምር
 ላችኋል ፤ አመጠኞችም : ኾና
 ችሁ : አትሸኹ ።

53 አሉ ፡— ሁድ : ሆይ : በአስረጅ :
 አልመጣህልንም ፤ እኛም ፤ ላንተ :
 ንግግር : ብለን : አማልክቶቻ
 ችንን : የምንተው : አይደለንም ፤
 እኛም : ለአንተ : አማኞች : አይ
 ደለንም ።

54 ከፊሎቹ : አማልክቶቻችን : በ
 ክፉ : ነገር : (በዕብደት) : ለክፈ
 ውሃል : እንጂ : ሌላን : አንልም ፤
 (አሉ) ፤ እኔ : አላህን : አስመሰክ
 ራለሁ ፤ ከምታጋሩትም : እኔ :
 ንጹሕ : መኾኔን : መስክሩ : አላ
 ችው ።

55 ከርሱ : ሌላ : (አማልክትን : ከም
 ታጋሩት : ንጹህ : ነኝ) ፤ ሁላች
 ሁም : ኾናችሁ : ተንኮልን :
 ሥሩብኝ ፤ ከዚያም : አታቆዩኝ ፤
 እኔ : በጌታዬና : በጌታችሁ : በአ
 ላህ : ላይ : ተጠጋሁ ፤ በምድር :
 ላይ : ምንም : ተንቀሳቃሽ : የለ
 ችም : እርሱ : አናትዋን : የያዘት :
 ብትኾን : እንጂ ፤ ጌታዬ : (ቃ
 ሉም : ሥራውም) : በቀጥተኛው :

መንገድ : ላይ : ነው : (አላቸው) ።

57 ብትዘሩም : በርሱ : ወደናንተ :
 የተላክሁበትን : ነገር : በእርግጥ :
 አድርገላችኋለሁ ፤ ጌታዬም :
 ሌላችሁን : ሕዝብ : ይተካል ፤
 ምንም : አትጉዱትምም ፤ ጌታዬ :
 በነገሩ : ሁሉ : ላይ : ተጠባባቂ :
 ነውና : (አላቸው) ።

58 ትእዛዛችንም : በመጣ : ጊዜ :
 ሁድንና : እነዚያን : ከሱ : ጋር :
 ያመኑትን : ከኛ : በኾነው :
 ችሮታ : አዳን ፤ ከብርቱ : ቅጣ
 ትም : አዳናቸው ።

59 ይህች : (ነገድ) : ዓድ : ናት ፤ በጌ
 ታቸው : ታምራት : ካዱ ፤ መል
 ክተኞቹንም : አምመጡ ፤ የኅ
 ያል : ሞገደኛን : ሁሉ : ትእዛ
 ዝም : ተከተሉ ።

60 በዚች በቅርብ : ዓለምም :
 ርግግን እንዲከተላቸው : ተደ
 ረጉ ፤ በትንሣኤም : ቀን : (እን
 ደዚሁ) ፤ ንቁ : ዓዶች : ጌታቸ
 ውን : ካዱ ፤ ንቁ : የሁድ : ሕዝ
 ቦች : ለኾኑት : ዓዶች : (ከእዝ
 ነት) : መራቅ : ይገባቸው ።

61 ወደ : ሠሙዶችም : ወንድማቸ
 ውን : ሷሊህን : (ላክን) ፤ —ሕዝ
 ቦቹ : ሆይ : አላህን : ተገዙ ፤
 ከርሱ : ሌላ : ለናንተ : አምላክ :
 የላችሁም ፤ እርሱ : ከምድር :
 ፈጠራችሁ ፤ በውስጡ : እንድታለ
 ሟትም : አደረጋችሁ ፤ ምሕረቱ
 ንም : ለምኑት ፤ ከዚህም : ወደ
 ርሱ : ተመለሱ ፤ ጌታዬ : ቅርብ :
 (ለለመነው) : ተቀባይ : ነውና :
 አላቸው ።

62 —ሷሊህ : ሆይ : ከዚህ : በፊት :
 በኛ : ውስጥ : (መሪ : ልትኾን) ፤
 በእርግጥ : የምትከጅል : ነበርክ ፤

አባቶቻችን : የሚገዙትን : ከመ
 ገዛት : ትከለክለናለህን ? እኛም :
 ወደርሱ : ከምትጠራን : ነገር :
 በእርግጥ : አወላዋይ : በኾነ : መጠ
 ራጠር : ውስጥ : ነን : አሉ ።

63 ፡—ሕዝቦቹ : ሆይ : ንገሩኝ : ከጌ
 ታዬ : በኾነ : ማስረጃ : ላይ :
 ብኾን : ከርሱም : የኾነን : ችሮታ
 (ነቢይነት) : ቢሰጠኝና : ባልታ
 ዘዘው : ከአላህ : (ቅጣት) : የሚያ
 ድነኝ : ማነው ? ከማሳሳትም : በስ
 ተቀር : ምንም : አትጨምሩል
 ኝም : አላቸው ።

64 ሕዝቦቹም : ሆይ : ይህቺ : ለና
 ንተ : ታምር : ስትኾን : የአላህ :
 ግመል : ናት ፤ ተውዋትም ፤ በአ
 ላህ : ምድር : ውስጥ : ትብላ ፤
 በክፉም : አትንኳት ፤ ቅርብ :
 የኾነ : ቅጣት : ይይዛችኋልና :
 (አላቸው) ።

65 ወግተው : ገደሏትም ፤ (ሷሊህ) :
 በአገራችሁም : ሦስትን : ቀናት :
 (ብቻ) : ተጠቀሙ : ይህ : የማይ
 ዋሽ : ቀጠሮ : ነው : አላቸው ።

66 ትእዛዛችንም : በመጣ : ጊዜ :
 ሷሊህንና : እነዚያን : ከሱ : ጋር :
 ያመኑትን : ከእኛ : በኾነው :
 እዝነት : አዳን ፤ ከዚያም : ቀን :
 ውርደት : (አዳንናቸው) ፤ ጌታህ :
 እርሱ : ብርቱው : አሸናፊው :
 ነውና ።

67 እነዚያንም : የበደሉትን : ጨኸት
 ያዛቸው ፤ በቤቶቻቸውም : ው
 ስጥ : የተንበረከኩ : ኾነው :
 ሞተው : አነጉ ።

68 በሷ : ውስጥ : እንዳልኖሩባት ፤
 ኾኑ ፤ ንቁ : ሠሙዶች : ጌታቸ
 ውን : በእርግጥ : ካዱ ፤ ንቁ ፤

ለሠሙዶች፡ (ከአላህ፡ እዝነት)፡ መራቅ፡ ተገባቸው።

69 መልክተኞቻችንም፡ ኢብራሂምን በ(ልጅ)፡ ብስራት፡ በእርግጥ፡ መጡት፤ ሰላም፡ አሉት፤ ሰላም፡ አላቸው፤ ጥቂትም፡ ሳይቆይ፡ ወዲያውኑ፡ የተጠበሰን፡ የወይ ፈን፡ ስጋ፡ አመጣ፤

70 እጆቻቸውም፡ ወደርሱ፡ የማይደርሱ፡ መኾናቸውን፡ ባየ፡ ጊዜ፡ ሸሻቸው፡ ከነሱም፡ ፍርሃት፡ ተሰማው፤ ፡—አትፍራ፡ እኛ፡ ወደ፡ ሉጥ፡ ሕዝቦች፡ ተልከናልና፡ አሉት።

71 ሚስቱም፡ የቆመች፡ ስትኾን፡ (አትፍራ፡ አሉት)፡ ሳቀችም፤ በኢስሐቅም፡ አበሰርናት፤ ከኢስሐቅም፡ በኋላ፡ (በልጁ)፡ በያዕቂብ፡ (አበሰርናት)።

72 (እርሷም)፡ ዋልኝ! እኔ፡ አሮጊት፡ ይህም፡ ባሌ፡ ሽማግሌ፡ ኾኖ፡ ሳለ፡ እወልዳለሁን? ይህ፡ በእርግጥ፡ አስደናቂ፡ ነገር፡ ነው፡ አለች፤

73 —ከአላህ፡ ትእዛዝ፡ ትደነቂያለሽን? የአላህ፡ ችሮታና፡ በረከቶቹ፡ በናንተ፡ በኢብራሂም፡ ቤተሰቦች፡ ላይ፡ ይኹን፡ እርሱ፡ ምስገን፡ ለጋስ፡ ነውና፡ አሉ።

74 ከኢብራሂም፡ ፍራቻው፡ በኼደለትና፡ ብስራት፡ በመጣችላትም፡ ጊዜ፡ በሉጥ፡ ሕዝቦች፡ (ነገር)፡ ይከራከረን፡ ጀመር።

75 ኢብራሂም፡ በእርግጥ፡ ታጋሽ፡ አልቃሻ፡ መላሳ፡ ነውና።

76 —ኢብራሂም፡ ሆይ፡ ከዚህ፡ (ክርክር)፡ ተው፤ እነሆ፡ የጌታህ፡ ትእዛዝ፡ በእርግጥ፡ መጥቷል፡ እን

ሱም፡ የማይመለስ፡ ቅጣት፡ የሚመጣባቸው፡ ናቸው፡ (አሉት)።

77 መልክተኞቻችንም፡ ሉጥን፡ በመጡት፡ ጊዜ፡ በነሱ፡ (ምክንያት)፡ አዘነ፤ ልቡም፡ በነሱ፡ ተጨነቀ፤ ይህ፡ ብርቱ፡ ቀን፡ ነውም፡ አለ።

78 ሕዝቦቹም፡ ወደርሱ፡ እየተጣደፉ፡ መጡት፤ ከዚህም፡ በፊት፡ መጥፎ፡ ሥራዎችን፡ ይሠሩ፡ ነበር፤—ሕዝቦቹ፡ ሆይ እኚህ፡ ሴቶች፡ ልጆቹ፡ ናቸው፤ እነሱ፡ ለናንተ፡ ይልቅ፡ በጣም፡ የጠዱ፡ ናቸው፤ (አግቧቸው)፤ አላህንም፡ ፍሩ፤ በእንግዶቹም፡ አታሳፍሩኝ፤ ከናንተ፡ ውስጥ፡ ቅን፡ ሰው፡ የለምን? አላቸው።

79 —ከሴቶች፡ ልጆችህ፡ ለኛ፡ ምንም፡ ጉዳይ፡ የለንም፤ አንተም፡ የምንሻውን፡ በእርግጥ፡ ታውቃለህ፡ አሉት።

80 —በናንተ፡ ላይ፡ ለኔ፡ ጎይል፡ በኖረኝ፡ ወይም፡ ወደ፡ ብርቱ፡ ወገን፡ ብጠጋ፡ ኖሮ፡ (የምሠራውን፡ በሠራሁ፡ ነበር)፡ አላቸው።

81 —ሉጥ፡ ሆይ፡ እኛ፡ የጌታህ፡ መልክተኞች፡ ነን፤ (ሕዝቦችህ)፡ ወደ፡ አንተ፡ (በክፉ)፡ አይደርሱብህም፤ ቤተሰብህንም፡ ይዘህ፡ ከሌሊቱ፡ በከፊሉ፡ ውስጥ፡ ኺድ፤ ከናንተም፡ አንድም፡ (ወደ፡ ኋላው)፡ አይገላመጥ፡ ሚስትህ፡ ብቻ፡ ስትቀር፤ እነሆ፡ እርሷን፡ የሚያገኛቸው፡ ስቃይ፡ ያገኛታልና፤ ቀጠሯቸው፡ እንጋቱ፡ ላይ፡ ነው፤ ንጋቱ፡ ቅርብ፡ አይደለምን? አሉት።

82 ትእዛዛችንም፡ በመጣ፡ ጊዜ፡ (ከተማይቱን)፡ ላያዋን፡ ከታችቀ፡ አደረግን፤ (ገለበጥናት)፡

ተከታታይም፡ የኾነን፡ የሸክላ፡ ድንጊያ፡ በርሷ፡ ላይ፡ አዘነምን።

83 ከጌታህ፡ ዘንድ፡ ምልክት፡ የተደረገባት፡ ስትኾን፡ (አዘነምናት)፡ እርሷም፡ ከበደለኞቹ፡ ሩቅ፡ አይደለችም።

84 ወደ፡ መድኖንም፡ ወንድማቸውን፡ ሹዐይብን፡ (ላክን)፤ አላቸው፡ ሕዝቦቹ፡ ሆይ! አላህን፡ ተገዙ፤ ከርሱ፡ ሌላ፡ ለናንተ፡ አምላክ፡ የላችሁም፤ ስፍርንና፡ ሚዛንንም፡ አታጉድሱ፤ እኔ፡ በጸጋ፡ ላይ፡ ኾናችሁ፡ አያችኋለሁ፤ እኔም፡ በናንተ፡ ላይ፡ የከባቢን፡ ቀን፡ ቅጣት፡ እፈራለሁ።

85 ሕዝቦቹም፡ ሆይ! ስፍርንና፡ ሚዛንን፡ በትክክል፡ ምሉ፤ ሰዎችንም፡ አንዳቸቻቸውን፡ አታጉድሱባቸው፤ በምድርም፡ ውስጥ፡ አጥፊዎች፡ ኾናችሁ፡ አታበላሹ።

86 አላህ፡ ያስቀረላችሁ፡ (1) ለናንተ፡ የተሻለ፡ ነው፤ ምእምናን፡ እንደ፡ ኾናችሁ፡ (አላህ፡ በሰጣችሁ፡ ውደዱ)፡ እኔም፡ (መካሪ፡ እንጅ)፡ በናንተ፡ ላይ፡ ተጠባባቂ አይደለሁም።

87 —ሹዐይብ፡ ሆይ! ስግደትህ፡ አባቶቻችን፡ የሚገዙትን፡ ጣዖታት፡ እንድንተው፡ ወይም፡ በገንዘቦቻችን፡ የምንሻውን፡ መሥራትን፡ (እንድንተው)፡ ታዝዛለችን? አንተ፡ በእርግጥ፡ ታጋሹ፡ ቅኑ፡ (2) አንተ፡ ነህና፡ አሉት።

88 —ሕዝቦቹ፡ ሆይ! ንገሩኝ፤ ከጌታዬ፡ በኾነ፡ አስረጅ፡ ላይ፡ ብኾንና፡ ከርሱም፡ የኾነን፡ መል

ካም፡ ሲሳይ፡ ቢሰጠኝ፡ (በቅጥፈት፡ ልቀላቅለው፡ ይገባልን?) ከርሱ፡ ወደ፡ ከለከልካችሁም፡ ነገር፡ ልለዎችሁ፡ (1) አልሻም፤ በተቻለኝ፡ ያክል፡ ማበጀትን፡ እንጂ፡ አልሻም፤ (ለደግ፡ ሥራ)፡ መገጠሚም፡ በአላህ፡ እንጂ፡ በሌላ፡ አይደለም፤ በርሱ፡ ላይ፡ ተመካሁ፤ ወደርሱም፡ እመለሳለሁ፤ አላቸው።

89 ወገኖቼም፡ ሆይ! እኔን፡ መከራከራችሁ፡ የኑሕን፡ ሕዝቦች፡ ወይም፡ የሁድን፡ ሕዝቦች፡ ወይም፡ የሷሊሕን፡ ሕዝቦች፡ ያገኛቸው፡ (ቅጣት)፡ ብጤ፡ እንዲያገኛችሁ፡ አይገፋፋችሁ፤ የሉጥም፡ ሕዝቦች፡ ከናንተ፡ ሩቅ፡ አይደሉም።

90 ጌታችሁንም፡ ምሕረትን፡ ለምኑት፤ ከዚያም፡ ወደርሱ፡ ተመለሱ፤ ጌታዬ፡ አዛኝ፡ ወዳድ፡ ነውና፡ (አላቸው)።

91 —ሹዐይብ፡ ሆይ! ከምትለው፡ ነገር፡ ብዙውን፡ አናውቀውም፤ እኛም፡ አንተን፡ በኛ፡ ውስጥ፡ ደካማ፡ ኾነህ፡ እናይሃለን፤ ጉሶችህም፡ ባልኖሩ፡ ኖሮ፡ በወገርንህ፡ ነበር፤ አንተም፡ በኛ፡ ላይ፡ የተከበርክ፡ አይደለህም፡ አሉት።

92 ሕዝቦቹ፡ ሆይ! ጉሶቹ፡ በናንተ፡ ላይ፡ ከአላህ፡ ይልቅ፡ የከበሩ፡ ናቸውን? (አላህን)፡ ከኋላችሁ፡ ወደ፡ ጀርባ፡ አድርጋችሁም፡ ያዛችሁት፤ ጌታዬ፡ በምትሠሩትሁሉ፡ ከባቢ፡ ነው፡ አላቸው።

93 ሕዝቦቹም፡ ሆይ! በችሎታችሁ፡ ልክ፡ ሥሩ፤ እኔ፡ ሠራ፡ ነኝና፤ የሚያዋርደው፡ ቅጣት፡ የሚመ

1 ስፍርንና፡ ሚዛንን፡ ጥልታችሁ፡ የተረፈው፡ ሲላይ።
2 መቀጣጠባቸው፡ ነው።

1 እናንተን፡ ከልክየ፡ እኔ፡ ለሠራው።

ጣበትና : እርሱ : ውሸታም : የሽ
 ነው : ማን : እንደ : ሽነ : ወደ :
 ፊት : ታውቃላችሁ ፤ ጠብቁም ፤
 እኔ : ከናንተ : ጋር : ተጠባባቂ :
 ነኝና : (አላቸው) ።

94 ትእዛዛችንም : በመጣ : ጊዜ :
 ሹዐይብንና : እነዚያን : ከርሱ :
 ጋር : ያመኑትን : ከኛ : በሽነው :
 ችርታ : አዳን ፤ እነዚያን : የበደ
 ሉትንም : (የጁብሪል) : ጨኸት :
 ያዘቻቸው ፤ በቤቶቻቸውም :
 ውስጥ : ተንከፍርረው : አደሩ ።

95 በርሷ : ውስጥ : እንዳልነበሩ :
 ሾኑ ፤ ንቁ ፤ ሠሙድ : (ከአላህ :
 እዝነት) : እንደ : ራቆች : መድ
 የንም : ትራቅ ።

96 ሙሳንም : በታምራታችንና :
 በግልጽ : ብርሃን : በእርግጥ :
 ላክነው ።

97 ወደ : ፈርዖንና : ወደ : ሰዎቹ :
 (ላክነው) ፤ የፈርዖንንም : ነገር :
 (ሕዝቦቹ) : ተከተሉ ፤ የፈርዖን :
 ቅገርም : ቀጥተኛ : አልነበረም ።

98 በትንሣኤ : ቀን : ሕዝቦቹን : ይቀ
 ድማል ፤ ወደ : እሳትም : ያወርዳ
 ቸዋል ፤ የሚገቡትም : አገባብ :
 ምንኛ : ከፋ !

99 በዚችም : (በቅርብ : ጊዜ) :
 እርግግንን : አስከተልናቸው ፤
 በትንሣኤም : ቀን : (እንደዚሁ) ፤
 የተሰጡት : ስጦታ : ምንኛ : ከፋ!

100 ይህ : (የተነገረው) : ከከተሞቹ :
 ወሪዎች : ነው ፤ ባንተ : ላይ
 እንተርከዋለን : ከርሷ : ፋናው :
 የቀረና : ሙሉ : በሙሉ : የተደ
 መሰሰ : አልለ።

101 እኛም : አልበደልናቸውም ፤ ግን :
 ነፍሶቻቸውን : በደሉ ፤ የአላህም :
 ትእዛዝ : በመጣ : ጊዜ : እነዚያ :

ከአላህ : ሌላ : የሚገዙዋቸው :
 አማልክቶቻቸው : በምንም : አላ
 ዳኑዋቸውም ፤ ከማክሰርም : በቀር
 ምንም : አልጨመሩላቸውም ።

102 የጌታህም : ቅጣት : የከተሞችን :
 ሰዎች : እነሱ : በዳዮች : ሲሾኑ :
 በቀጣቸው : ጊዜ : እንደዚህ :
 ነው ፤ ቅጣቱ : በእርግጥ : አሳ
 ማሚ : ብርቱ : ነው ።

103 በዚህ : (1) ውስጥ : የመጨረሻ
 ውን : ቀን : ቅጣት : ለሚፈሩ :
 ሁሉ : መገሠጫ : አልለ ። ይህ :
 (የትንሣኤ : ቀን) : ሰዎች : በ
 ርሱ : የሚሰበሰቡበት : ቀን :
 ነው ፤ ይህም : የሚጣዱት : ቀን :
 ነው ።

104 (ይህንን : ቀን) : ለተቆጠረም :
 ጊዜ : እንጂ : አናቆየውም ።

105 በሚመጣ : ቀን : ማንኛዎም :
 ነፍስ : በርሱ : ፈቃድ : ቢሾን :
 እንጂ : አትናገርም ፤ ከነሱም :
 መናጢና : ዕድለኛም : አልለ ።

106 እነዚያ : መናጢ : የሆኑትማ :
 በእሳት : ውስጥ : ናቸው ፤ ለነርሱ :
 በርሷ : ውስጥ : ማናፋትና :
 መንሰቅሰቅ : አላቸው።

107 ጌታህ : ከሻው : (ጭማሪ) : ሌላ :
 ሰማያትና : ምድር : እስከ : ዘወ
 ተሩ : ድረስ : በውስጡ : ዘውታሪ
 ዎች : ሲሾኑ : (በእሳት : ይኖ
 ራሉ) ፤ ጌታህ : የሚሻውን : ሠሪ :
 ነውና ።

108 እነዚያም : ዕድለኞቹማ ፤ ጌታህ :
 ከሻው : (ጭማሪ) : ሌላ ፤ ሰማያ
 ትና : ምድር : እስከ : ዘወተሩ :
 ድረስ ፤ በውስጡ : ዘውታሪዎች :
 ሾነው : በገነት : ውስጥ : ይኖ

1 ባለፈው : ሰዓት : ታሪክ ።

ራሱ ፤ የማይደረግ : ስጦታን :
 ተሰጡ ።

109 እነዚህ : (ከሐዲዎች) : ከሚገገ
 ዙት : ጣዖት : በመጠራጠር :
 ውስጥ : አትሹን ፤ አባቶቻቸው :
 ከዚህ : በፊት : እንደሚገገዙት :
 እንጂ : አይገገዙም ፤ እኛም :
 (እነዚህን) : ፈንታቸውን : የማይ
 ንደል : ሲሾን : የምንሞላላቸው :
 ነን ።

110 ለሙሳም : መጽሐፍን : በእርግጥ :
 ሰጠነው ፤ በርሱም : ተለያዩበት ፤
 ከጌታህም : ያለፈች : ቃል : ባል
 ነበረች : ኖሮ : በመካከላቸው :
 (አሁን) : ይፈረድ : ነበር ፤ እነ
 ሱም : ከርሱ : (ከቁርአን) : አወ
 ላዋይ : በሾነ : መጠራጠር :
 ውስጥ : ናቸው ።

111 ሁሉንም : ጌታህ : ሥራዎቻቸ
 ውን : (ምንዳቸውን) : በእርግጥ :
 ይሞላላቸዋል ፤ እርሱ : በሚሠ
 ሩት : ሁሉ : ውስጠ : ዐዋቂ :
 ነውና ።

112 እንደ : ታዘዝከውም : ቀጥ : በል ፤
 ከአንተ : ጋር : ያመኑትም :
 (ቀጥ : ይበሉ) ፤ ወሰንንም : አት
 ለፉ ፤ እርሱ : የምትሠሩትን :
 ሁሉ : ተመልካች : ነውና ።

113 ወደነዚያም : ወደ : በደሉት : አት
 ጠጉ ፤ እሳት : ትነካችኋለችና ፤
 ከአላህም : ሌላ : ጠባቂዎች : የሏ
 ችሁም ፤ ከዚያም : አትረዱም ።

114 ሰላትንም : በቀን : ጫሮች ፤ (1)
 ከሌሊትም : ክፍሎች : ፈጽም ፤
 መልካም : ሥራዎች : ጎጠአቶ
 ችን : ያስወግዳሉና ፤ ይህ : ለተገሣ
 ጮች : ግሣጤ : ነው ።

1 ጥዋትና : ከቀትር : በኋላ ።

115 ታገሥም ፤ አላህ : የበነ : ሠሪዎ
 ችን : ምንዳ : አያጠፋምና ።

116 ከናንተም : በፊት : ከነበሩት : ከከ
 ፍል : ዘመናት : ሰዎች : ውስጥ :
 በምድር : ላይ : ከማበላሸት : የሚ
 ከለከሉ : የመልካም : ቀሪ : ሥራ
 ዎች : ባለቤቶች : ለምን : አልነበ
 ሩም ፤ ግን : ከነሱ : ያዳንናቸው :
 ጥቂቶቹ : (ከለከሉና : ዳኑ) ። እነ
 ዚያም : የበደሉት : ሰዎች : (አል
 ከለከሉም) ፤ በርሱ : የተቀማጠሉ
 በትን : ተድላ : ተከተሉ ፤ አመጠ
 ኞችም : ነበሩ ።

117 ጌታህም : ከተሞችን : ባለ : ቤቶ
 ቻቸው : መልካም : ሠሪዎች :
 ሾነው : ሳሉ : በመበደል : የሚያ
 ጠፋቸው : አልነበረም ።

118 ጌታህም : በሻ : ኖሮ : ሰዎችን :
 ሁሉ : አንድ : ሕዝብ : ባደረጋ
 ቸው : ነበር ፤ የተለያዩም : ከመ
 ሾን : አይወገዱም ።

119 ጌታህ : ያዘነለት : ብቻ : ሲቀር ፤
 (ከመለያየት : አይወገዱም) ፤ ለዚ
 ሁም : ፈጠራቸው ፤ (1) የጌታ
 ህም : ቃል : ገህነምን : ከአጋንን
 ትና : ከሰዎች : ከሁሉም : በእር
 ግጥ : እሞላታሉሁ : በማለት :
 ተፈጸመች ።

120 ከመልክተኞቹም : ዜናዎች : (ተፈ
 ላገውን) : ሁሉንም : ልብህን :
 በርሱ : የምናረካበትን : እንተርከ
 ልሃለን ፤ በዚችም : (ሱራ) : እ
 ውነቱ : ነገር : ለምእምናን : ግሣ
 ጼና : ማስታወሻ : መጥቶልሃል ።


121 ለነዚያም : ለማያምኑት :- ባላችሁ
 በት : ሹኔታ : ላይ : ሥሩ ፤ እኛ :
 ሠሪዎች : ነንና ፤ በላቸው ።

1 መጨረሻቸው : ይህ : ሾነ ።

- 122 ተጠባባቂም ፡ እኛ ፡ ተጠባባቂዎች ፡ ነንና ፡ (በላቸው) ።
- 123 በሰማያትና ፡ በምድርም ፡ ያለው ፡ ምስጢር ፡ ሁሉ ፡ የአላህ ፡ ነው ፡ ነገሩ ፡ ሁሉም ፡ ወደ ፡ ርሱ ፡ ይመ

ለሳል ፤ ስለዚህ ፡ ተገዛው ፤ በርሱም ፡ ላይ ፡ ተጠጋ ፤ ጌታህም ፡ ከሚሠሩት ፡ ሁሉ ፡ ዘንጊ ፡ አይደለም ።

ምዕራፍ : 12 : ዩሱፍ ። ክፍል : 12 ።



- በአላህ ፡ ስም ፡ እጅግ ፡ በጣም ፡ ርኅሩህ ፡ በጣም ፡ አዛኝ ፡ በሆነው።
- 1 አ.ሉ.ራ. (አሊፍ ፡ ላም ፡ ራ) ፡ እነዚህ ፡ የገላጩ ፡ መጽሐፍ ፡ አንቀጾች ፡ ናቸው ።
- 2 እኛ ፡ (ፍቼን) ፡ ታውቁ ፡ ዘንድ ፡ ዐረብኛ ፡ ቁርአን ፡ ሲኾን ፡ በእርግጥ ፡ አወረድነው ።
- 3 እኛ ፡ ይህንን ፡ ቁርአን ፡ ወደ ፡ አንተ ፡ በማውረዳችን ፡ በጣም ፡ መልካም ፡ ዜናዎችን ፡ በአንተ ፡ ላይ ፡ እንተርከልሃለን ፤ እነሆ ፡ ከርሱ ፡ በፊት ፡ (ከሌሎች ፡ ሕዝቦች ፡ ታሪክ) ፡ በእርግጥ ፡ ከዘንጊዎቹ ፡ ነበርክ ።
- 4 ዩሱፍ ፡ ለአባቱ ፡— አባቴ ፡ ሆይ! እኔ ፡ ዐሥራ ፡ አንድ ፡ ከዋክብትን ፡ ፀሐይንና ፡ ጨረቃንም ፡ (በሕልሚ) ፡ አየሁ ፤ ለእኔ ፡ ስጋጆች ፡ ኾነው ፡ አየኋቸው ፡ ባለ ፡ ጊዜ ፡ (አስታውስ) ።
- 5 (አባቱም) ፡ አለ ፡— ልጄ ፡ ሆይ! ሕልምህን ፡ ለወንድሞችህ ፡ አታውራ ፤ ላንተ ፡ ተንኮልን ፡ ይሠሩ

በሃልፍ ፤ ሰይጣን ፡ ለሰው ፡ ግልጽ ፡ ጠላት ፡ ነውና ።

6 እንደዚሁም ፡ (እንዳየኸው) ፡ ጌታህ ፡ ይመርጥሃል ፤ ከንግግርችም ፡ ፍች ፡ ያስተምርሃል ፤ ጸጋውንም ፡ ከአሁን ፡ በፊት ፡ በሁለቱ ፡ አባቶችህ ፡ በኢብራሂምና ፡ በአንተ ፡ ላይና ፡ በያዕቆብ ፡ ዘሮችም ፡ ላይ ፡ ይዋላታል ፤ ጌታህ ፡ ዐዋቂ ፡ ጥበበኛ ፡ ነውና ።

7 በዩሱፍና ፡ በወንድሞቹ ፡ (ታሪኮች) ፡ ውስጥ ፡ ለጠያቂዎች ፡ ሁሉ ፡ በእርግጥ ፡ አስደናቂ ፡ ምልክቶች ፡ ነበሩ ።

8 (ወንድሞቹ) ፡ ባሉ ፡ ጊዜ ፡ (አስታውስ) ፤ — እኛ ፡ ጭፍሮች ፡ ስንኾን ፡ ዩሱፍና ፡ ወንድሙ ፡ (ብንያም) ፡ ወደ ፡ አባታችን ፡ ከኛ ፡ ይበልጥ ፡ የተወደዱ ፡ ናቸው ፡ አባታችን ፡ በግልጽ ፡ ስሕተት ፡ ውስጥ ፡ ነው ፤

9 ዩሱፍን ፡ ግደሉ ፤ ወይም ፡ በ(ሩቅ) ፡ ምድር ፡ ላይ ፡ ጣሉት ፤ ያባታችሁ

ሬት ፡ ለናንተ ፡ የግል ፡ ይኾናልና ፡ ከርሱም ፡ በኋላ ፡ መልካም ፡ ሕዝቦች ፡ ትኾናላችሁና ፡ (ተባባሉ) ።

10 ከነሱ ፡ አንድ ፡ ተናጋሪ ፡— ዩሱፍን ፡ አትግደሉ ፤ ግን ፡ በጉድጓድ ፡ አዘቅት ፡ ጨለማ ፡ ውስጥ ፡ ጣሉት ፤ ከተጓዢዎች ፡ አንዱ ፡ ያነሳዋልና ፤ ሠሪዎች ፡ ብትኾኑ ፡ (በዚሁ ፡ ተብቃቁ) ፡ አላቸው ።

11 (እነሱም) ፡ አሉ ፡— አባታችን ፡ ሆይ! በዩሱፍ ፡ ላይ ፡ ለምን ፡ አታምነንም? እኛም ፡ ለርሱ ፡ በእርግጥ ፡ አዛኞች ፡ ነን ፤

12 ነገ ፡ ከእኛ ፡ ጋር ፡ ላከውና ፡ ይደሰት ፤ ይጫዎትም ፤ እኛም ፡ ለርሱ ፡ ጠባቂዎች ፡ ነን ።

13 — እኔ ፡ እርሱን ፡ (ዩሱፍን) ፡ ይዛችሁ ፡ መኼዳችሁ ፡ በእርግጥ ፡ ያሳዝነኛል ፤ እናንተም ፡ ከርሱ ፡ ዘንጊዎች ፡ ስትኾኑ ፡ ተኩላ ፡ ይበላዋል ፡ ብዬ ፡ እፈራለሁ ፡ አላቸው ።

14 — እኛ ፡ ጭፍራዎች ፡ ኾንን ፡ ሳለን ፡ ተኩላ ፡ ቢበላውማ ፡ እኛ ፡ ያንጊዜ ፡ በእርግጥ ፡ ከሳሪዎች ፡ ነን ፡ አሉት ።

15 እርሱንም ፡ ይዘውት ፡ በኼዱና ፡ በጉድጓዱ ፡ ጨለማ ፡ አዘቅት ፡ ውስጥ ፡ እንዲያደርጉት ፡ በቆረጡ ፡ ጊዜ ፡ (ሐሳባቸውን ፡ ፈጸሙበት) ፤ ወደርሱም ፡ እነሱ ፡ የማያውቁ ፡ ሲኾኑ ፡ ይህንን ፡ ሥራቸውን ፡ በእርግጥ ፡ ትነግራቸዋለህ ፡ ስንል ፡ ሳኩንበት ።

16 አባታቸውንም ፡ በምሽት ፡ እያለቀሱ ፡ መጡት ፤

17 — አባታችን ፡ ሆይ! እኛ ፡ (ለሩጫና ፡ ለውርወራ) ፡ ልንሸቀዳ

ደም ፡ ኼድን ፤ ዩሱፍንም ፡ ዕቃኾን ፡ ዘንድ ፡ ተውነው ፤ ወዲያውም ፡ ተኩላ ፡ በላው ፤ አንተም ፡ እውነተኞች ፡ ብንኾንም ፡ የምታምነን ፡ አይደለህም ፡ አሉ ።

18 በቀሚሱም ፡ ላይ ፡ የውሸትን ፡ ደም ፡ አመጡ ፤ (አባታቸው) ፡ አይደለም ፤ ነፍሶቻችሁ ፡ (ውሸት) ፡ ነገርን ፡ ለናንተ ፡ ሸለሙላችሁ ፤ ስለዚህ ፡ መልካም ፡ ትእግሥት ፡ (ማድረግ ፡ አለብኝ) ፡ በምትሉትም ፡ ነገር ፡ ላይ ፡ መታገገው ፡ አላህ ፡ ብቻ ፡ ነው ፡ አለ ።

19 መንገደኞችም ፡ መጡ ፤ ውሃ ፡ ቀጂያቸውንም ፡ ላኩ ፤ አኮሊውንም ፡ (ወደ ፡ ጉድጓዱ) ፡ ሰደደ ፤ (1) ፡— የምስራች! ይህ ፡ ወጣት ፡ ልጅ ፡ ነው ፡ አለ ፤ ሸቀጥ ፡ አድርገውም ፡ ደበቁት ፤ አላህም ፡ የሚሠሩትን ፡ ሁሉ ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ።

20 በርካሽ ፡ ዋጋም ፡ በሚቆጠሩ ፡ ዲርሃሞች ፡ ሸጡት ፤ በርሱም ፡ ከቸልተኞቹ ፡ ነበሩ ።

21 ያም ፡ ከምስር ፡ የገዛው ፡ ሰው ፡ ለሚስቱ ፡— መኖሪያውን ፡ አክብሪ ፤ ሊጠቅመን ፡ ወይም ፡ ልጅ ፡ አድርገን ፡ ልንይዘው ፡ ይከጀላልና ፤ አላት ፤ እንደዚሁም ፡ ለዩሱፍ ፡ (ገዥ ፡ ልናደርገውና) ፡ የሕልሞችንም ፡ ፍች ፡ ልናስተምረው ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ አስመቻኑ ፤ አላህም ፡ በነገሩ ፡ ላይ ፡ አሸናፊ ፡ ነው ፤ ግን ፡ አብዛኛዎቹ ፡ ሰዎች ፡ አያውቁም ።

22 ጥንካሬውንም ፡ በደረሰ ፡ ጊዜ ፡ ጥበብንና ፡ ዕውቀትን ፡ ሰጠነው ፤

1 ዩሱፍም ፡ አኮሊው ፡ ላይ ፡ ተንጠልጥሎ ፡ ወጣ ።

እንደዚሁም ፡ መልካም ፡ ሠሪዎችን ፡ ሁሉ ፡ እንመነዳለን ።

23 ያቺም ፡ እርሱ ፡ በቤትዋ ፡ የነበረ ባት ፡ ሴት ፡ ከነፍሱ ፡ አባባለችው ፤ ደጃፎቹንም ፡ ዘጋች ፤ ላንተ ፡ ተዘጋጃቸልሃለሁና ፡ ቶሎ ፡ ናም ፡ አለች ፤ በአላህ ፡ እጠበቃለሁ ፤ እርሱ ፡ (የገዛኛ) ፡ ጌታዬ ፡ ኑሮዬን ፡ ያሳመረልኝ ፡ ነውና ፤ (አልከዳውም) ፤ እነሆ ፤ በደለኞች ፡ አይድኑም ፤ አላት ።

24 በርሱም ፡ በእርግጥ ፡ አሰበች ፡ በርሷም ፡ አሰበ ፤ የጌታውን ፡ ማስረጃ ፡ ባላዩ ፡ ኖሮ ፡ (የተፈጥሮ ፡ ፍላጎቱን ፡ ባረካ ፡ ነበር ፤) እንደዚሁ ፡ መጥፎ ፡ ነገርንና ፡ ጎጠኦትን ፡ ከርሱ ፡ ላይ ፡ ልንመልስለት ፡ (አስረጃችንን ፡ አሳየነው) ፤ እርሱ ፡ ከተመረጡት ፡ ባሮቻችን ፡ ነውና ።

25 በሩንም ፡ ተሸቀዳደሙ ፤ (1) ፡ ቀሚሱንም ፡ ከስተኋላው ፡ ቀደደችው ፤ ጌታዋንም ፡ (ባለቤትዋን) ፡ እበሩ ፡ አጠገብ ፡ አገኙት ፤ (ቀደም ፡ ብላ) ፡ በባለቤትህ ፡ መጥፎን ፡ ያሰበ ፡ ሰው ፡ ቅጣቱ ፡ መታሰር ፡ ወይም ፡ አሳማሚ ፡ ስቃይ ፡ እንጅ ፡ ሌላ ፡ አይደለም ፡ አለችው ።

26 (ዩሱፍም) ፡ እርሷ ፡ ከነፍሱ ፡ አባባለችኝ ፡ አለ ፤ ከቤተሰቦችዋም ፡ መስካሪ ፡ (እንዲህ ፡ ሲል) ፡ መሰከረ ፤ ቀሚሱ ፡ ከስተፊት ፡ ተቀዶ ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡ እውነት ፡ ተናገረች ፤ እርሱም ፡ ከውሸታዎቹ ፡ ነው ።

27 ቀሚሱም ፡ ከስተኋላ ፡ ተቀዶ ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡ ዋሾች ፤ እርሱም ፡ ከእውነተኞቹ ፡ ነው ።

28 ቀሚሱንም ፡ ከስተኋላ ፡ ተቀዶ ፡ ባዩ ፡ ጊዜ ፡ እርሱ ፡ (የተናገር ሺው) ፡ ከተንኮላችሁ ፡ ነው ፤ (ሴቶች) ፡ ተንኮላችሁ ፡ በእርግጥ ፡ ብርቱ ፡ ነውና ፡ አላት ።

29 —ዩሱፍ ፡ ሆይ ፤ ከዚህ ፡ (ወራ) ፡ ተከልከል ፤ ለጋጠኦቻችሁ ፡ ማርታን ፡ ለምኝ ፤ እንቺ ፡ ከስሕተተኞቹ ፡ ኾነሻልና ፡ (አለ) ።

30 በከተማው ፡ ያሉ ፡ ሴቶችም ፡ የዐዚዝ ፡ (1) ሚስት ፡ ብላቴናዋን ፡ ከነፍሱ ፡ ታባብለዋለች ፤ በውነቱ ፡ ፍቅሩ ፡ ልቧን ፡ መቷታል ፡ እኛ ፡ በግልጽ ፡ ስሕተት ፡ ውስጥ ፡ ኾና ፡ በእርግጥ ፡ እናያታለን ፡ አሉ ።

31 ጎሜታቸውንም ፡ በሰማች ፡ ጊዜ ፡ ወደነሱ ፡ ላከችባቸው ፤ ምግብንም ፡ ለነርሱ ፡ አዘጋጃችላቸው ፤ ከነሱ ፡ ለያንዳንዳቸውም ፡ ቢላዋን ፡ ሰጠች ፤ በነሱም ፡ ላይ ፡ ውጣ ፡ አለችው ፤ ባዩትም ፡ ጊዜ ፡ አደነቁት ፤ እጆቻቸውንም ፡ ቆረጡ ፤ አላህም ፡ ጥራት ፡ ይገባው ፤ ይህ ፡ ሰው ፡ አይደለም ፤ ይህ ፡ የማረ ፡ መልአክ ፡ እንጅ ፡ ሌላ ፡ አይደለም ፡ አሉ ።

32 —ታዲያ ፡ ይኸችሁ ፡ ያ ፡ በርሱ ፡ (ፍቅር) ፡ የዘለፋችሁኝ ፡ ነው ፤ በእርግጥም ፡ ከነፍሱ ፡ አባባልኩት ፤ እንቢ ፡ አለም ፤ የማዘውንም ፡ ነገር ፡ ባይሠራ ፡ በእርግጥ ፡ ይታሰራል ፤ ከወራዶቹም ፡ ይኸናል ፡ አለች ፤

33 —ጌታዬ ፡ ሆይ ፤ ወደርሱ ፡ ከሚጠሩኝ ፡ ነገር ፡ (ከዘመት) ፡ ይልቅ ፡ መታሰር ፡ ለኔ ፡ የተወ

1 የማዕረግ ፡ ስሙ ፡ ነው ፡ የተጻውዎ ፡ ስሙ ፡ ቁጥፈር ፡ ነው ።

ደደ ፡ ነው ፤ ተንኮላቸውንም ፡ ከኔ ፡ ላይ ፡ ባትመልስልኝ ፡ ወደነሱ ፡ እዘነበላለሁ ፡ ከስሕተተኞቹም ፡ እኾናለሁ ፡ አለ ።

34 ጌታውም ፡ ጸሎቱን ፡ ተቀበለው ፡ ተንኮላቸውንም ፡ ከርሱ ፡ መለሰለት ፤ እነሆ ፤ እርሱ ፡ ሰሚው ፡ ዐዋቂው ፡ ነውና ።

35 ከዚያም ፡ ማስረጃዎቹን ፡ ካዩ ፡ በኋላ ፡ እስከ ፡ ጊዜ ፡ ድረስ ፡ እንዲያስሩት ፡ ለነሱ ፡ ታያቸው ።

36 ከሱም ፡ ጋር ፡ ሁለት ፡ ገብዞች ፡ እስር ፡ ቤቱ ፡ ገቡ ፡ አንደኛቸው ፡ እኔ ፡ በሕልሜ ፡ የወይን ፡ ጠጅን ፡ ሰጠምት ፡ አየሁ ፡ አለ ፤ ሌላውም ፡ — እኔ ፡ በራሴ ፡ ላይ ፡ እንጆራን ፡ ተሸክሜ ፡ ከሱ ፡ በራሪ ፡ (አሞራ) ፡ ስትበላ ፡ አየሁ ፤ ፍቼን ፡ ንገረን ፤ እኛ ፡ ከአሳማሪዎች ፡ ኾነህ ፡ እናይሃለንና ፡ አሉት ።

37 (ዩሱፍም) ፡ አለ ፡ — ማንኛውም ፡ የምትሰጡት ፡ ምግብ ፡ ለናንተ ፡ ከመምጣቱ ፡ በፊት ፡ ፍቼን ፡ የምነግራችሁ ፡ ቢኾን ፡ እንጅ ፡ አይመጣላችሁም ፤ ይሃችሁ ፡ ጌታዬ ፡ ካሳወቀኝ ፡ ነገር ፡ ነው ፤ እኔ ፡ በአላህ ፡ የማያምኑን ፡ እነርሱም ፡ መጨረሻይቱን ፡ ዓለም ፡ እነርሱ ፡ ከሓዲዎች ፡ የኾኑትን ፡ ሕዝቦች ፡ ሃይማኖት ፡ ትቻላሁ ፤

38 የአባቶቹንም ፡ የኢብራሂምንና ፡ የኢስሐቅን ፡ የያዕቆብንም ፡ ሃይማኖት ፡ ተከትያለሁ ፤ ለኛ ፡ በአላህ ፡ ምንንም ፡ ማጋራት ፡ አይገባንም ፤ ያ ፡ (አለማጋራት) ፡ በኛ ፡ ላይና ፡ በሰዎቹ ፡ ላይ ፡ የአላህ ፡ ቸሮታ ፡ ነው ፤ ግን ፡ አብዛኞቹ ፡ ሰዎች ፡ አያመሰግኑም ።

39 የእስር ፡ ቤት ፡ ጓደኞቹ ፡ ሆይ ፤ የተለያዩ ፡ (1) አምላኮች ፡ ይሻላሉን ፡ ወይስ ፡ አሸናፊው ፡ አንዱ ፡ አላህ ፡ ?

40 ከርሱ ፡ ሌላ ፡ እናንተና ፡ አባቶቻችሁ ፡ (አማልክት ፡ ብላችሁ) ፡ የጠራችኋቸውን ፡ ሰዎች ፡ እንጅ ፡ እትግዝዙም ፤ አላህ ፡ በርሷ ፡ ምንም ፡ አስረጅ ፡ አላወረደም ፡ ፍርዱ ፡ የአላህ ፡ እንጅ ፡ የሌላ ፡ አይደለም ፤ እርሱን ፡ እንጅ ፡ ሌላን ፡ እንዳትግዝዙ ፡ አላህ ፡ ይህ ፡ ትክክለኛው ፡ ሃይማኖት ፡ ነው ፤ ግን ፡ አብዛኞቹ ፡ ሰዎች ፡ አያውቁም ።

41 የወህኒ ፡ ቤት ፡ ጓደኞቹ ፡ ሆይ ፤ እንደኛችሁማ ፡ ጌታውን ፡ (ነጉሡን) ፡ ጠጅ ፡ ያጠጣል ፤ ሌላውማ ፡ ይሰቀላል ፤ ከራሱም ፡ በራሪ ፡ (አሞራ) ፡ ትበላለች ፤ ያ ፡ ፍቼን ፡ የምትጠይቁት ፡ ነገር ፡ ተፈጸመ ፤ (አላቸው) ።

42 ለዚያም ፡ ከሁለቱ ፡ እርሱ ፡ የሚድን ፡ መኾኑን ፡ ለተጠራጠረው ፡ እጌታህ ፡ ዘንድ ፡ አስታውሰኝ ፡ አለው ፤ ጌታውንም ፡ ከማስታወስ ፡ ሰይጣን ፡ አስረሳው ፤ ለጥቂት ፡ ዓመታትም ፡ በወህኒ ፡ ቤቱ ፡ ውስጥ ፡ ቆዩ ።

43 ንጉሡም ፡ እኔ ፡ ሰባትን ፡ የሰቡ ፡ ላሞች ፡ ሰባት ፡ ከሲታዎች ፡ ሲበሉዋቸው ፡ ሰባትንም ፡ ለምለም ፡ ዘለላዎች ፡ ሌሎችንም ፡ ደረቆችን ፡ (ሲጠመጠሙባቸው ፡ በሕልሜ) ፡ አያለሁ ፤ እናንተ ፡ ታላላቅ ፡ ሰዎች ፡ ሆይ ፤ ሕልምን ፡ የምትፈቱ ፡ እንደ ፡ ኾናችሁ ፡ ሕልሜን ፡ ፍቱልኝ ፡ አላቸው ።

1 ከብር ፡ ከወርት ፡ ከዕንጨት ፡ የተሠሩ ።

1 እርሱ ፡ ለማምለጥ ፡ እርሷ ፡ ለመያዝ ።

44 :—የሕልሞች፡ ቅዠቶች፡ ናቸው፤
 እኛም፡ የሕልሞችን፡ ፍች፡ ዐዋ
 ቂዎች፡ አይደለንም፡ አሉት ።

45 ያም፡ ከሁለቱ፡ የዳነውና፡ ከበዙ፡
 ጊዜ፡ በኋላ፡ (ዩሱፍን)፡ ያስታወ
 ሰው፡ ሰው፡ እኔ፡ ፍቼን፡ እነግራ
 ችኋለሁና፡ ላኩኝ፡ አለ ፤ (ወደ፡
 ዩሱፍ፡ ሼደም) ።

46 :—አንተ፡ እውነተኛው፡ ዩሱፍ፡
 ሆይ ! ሰባትን፡ የሰቡ፡ ላምች፡
 ሰባት፡ ከሲታዎች፡ ላምች፡ ሲበ
 ሉዋቸው፡ ሰባትን፡ ለምለም፡ ዘለ
 ላዎችም፡ ሌሎችንም፡ ደረቆች፡
 (በነሱ፡ ላይ፡ ሲጠመጠሙባቸው
 ያየን፡ ሰው፡ ሕልም፡ ፍች)፡ ተች
 ልን ፤ ያውቁ፡ ዘንድ፡ ወደ፡
 ሰዎቹ፡ ልመለስ፡ እከጅላለሁና፡
 (አለው) ።

47 (እርሱም)፡ አለ፡— ሰባትን፡ የተ
 ከታተሉ፡ ዓመታት፡ ትዘራላ
 ችሁ ፤ ያወዳችሁትንም፡ ሁሉ፡
 ከምትበሉት፡ ጥቂት፡ በስተቀር፡
 በዘለላው፡ ውስጥ፡ ተዉት ።

48 ከዚያም፡ ከነዚያ፡ በኋላ፡ ካደለ
 ባችሁት፡ ጥቂት፡ ሲቀር፡ ለነሱ፡
 ያደለባችሁትን፡ ሁሉ፡ የሚበሉ፡
 ሰባት፡ የችግሮች፡ ዓመታት፡
 ይመጣሉ ።

49 ከዚያም፡ ከነዚያ፡ በኋላ፡ ሰዎቹ፡
 በርሱ፡ የሚዘነቡበት፡ በርሱም፡
 (ወይንን)፡ የሚጨምቁበት፡ ዓ
 መት፡ ይመጣል ።

50 ንጉሡም፡— እርሱን፡ አምጡ
 ልኝ፡ አለ ፤ መልክተኛውም፡
 (ዩሱፍን)፡ በመጣው፡ ጊዜ፡ ወደ፡
 ጌታህ፡ ተመለስ ፤ የነዚያንም፡
 እጆቻቸውን፡ የቆረጡትን፡ ሴ
 ቶች፡ ሽኔታ፡ ጠይቀው ፤ ጌታዬ፡

ተንኮላቸውን፡ ዐዋቂ፡ ነውና፡
 አለው ።

51 (ንጉሡም)፡— ዩሱፍን፡ ከነፍሱ፡
 ባባበላችሁት፡ ጊዜ፡ ነገራችሁ፡
 ምንድን፡ ነው? አላቸው ፤ ለአ
 ላህ፡ ጥራት፡ ይገባው ፤ በርሱ፡
 ላይ፡ ምንም፡ መጥፎን፡ ነገር፡
 አላወቅንም፡ አሉት ፤ የዐዚዝ፡
 ሚስት፡ አሁን፡ እውነቱ፡ ተገ
 ለጸ ፤ እኔ፡ ከነፍሱ፡ አባባልኩት ፤
 እርሱም፡ ከውነተኞቹ፡ ነው፡
 አለች ።

52 (ዩሱፍ)፡ ይህ፡ (1) (ጌታዬ)፡
 ፍቅ፡ ሽና፡ ሳለ፡ ያልከዳሁት፡
 መኾኔን፡ አላህም፡ የከዳተኞችን፡
 ተንኮል፡ የማያቃና፡ መኾኑን፡
 እንዲያውቅ፡ ነው ፤ (አለ) ።

★ ★ ★

53 ነፍሴንም፡ (ከስሕተት)፡ አላጠ
 ራም ፤ ነፍስ፡ ሁሉ፡ ጌታዬ፡ የጠ
 በቃት፡ ካልኾነች፡ በስተቀር፡
 በመጥፎ፡ ነገር፡ በእርግጥ፡
 አላሻ፡ ናትና፡ ጌታዬ፡ በጣም፡
 መሐሪ፡ አላች፡ ነው፡ (አለ) ።

54 ንጉሡም፡ እርሱን፡ አምጡልኝ፡
 ለራሴ፡ ግለኛ፡ አደርገዋለሁና፡
 አለ ፤ ባናገረውም፡ ጊዜ፡ አንተ፡
 ዛሬ፡ እኛ፡ ዘንድ፡ ባለሟል፡
 ታማኝ፡ ነህ፡ አለው ።

55 በምድር፡ ግምጃ፡ ቤቶች፡ ላይ፡
 (ሹም)፡ አድርገኝ ፤ እኔ፡ ጠባቂ፡
 ዐዋቂ፡ ነኝና፡ አለ ።

56 እንደዚሁም፡ ለዩሱፍ፡ በምድር፡
 ላይ፡ ከርሷ፡ በፈለገው፡ ስፍራ፡
 የሚሰፍር፡ ሲኾን፡ አስመቸነው ፤
 በችሮታችን፡ የምንሻውን፡ ሰው፡

1 ጥራቱን፡ መፈለግ ።

እንለያለን ፤ የበጎ፡ ሠሪዎችንም፡
 ዋጋ፡ አናጠፋም ።

57 የመጨረሻይቱም፡ ዓለም፡ ምንዳ፡
 ለነዚያ፡ ላመኑትና፡ ይጠነቀቁ፡
 ለነበሩት፡ የበለጠ፡ ነው ።

58 የዩሱፍ፡ ወንድሞችም፡ መጡ ፤
 በርሱም፡ ላይ፡ ገቡ ፤ እነሱም፡
 እርሱን፡ የላቱት፡ ሲኾኑ፡ ዐወቃ
 ቸው ።

59 (ጉዳያቸውን፡ ፈጽሞ)፡ ስንቃቸ
 ውንም፡ ባዘጋጀላቸው፡ ጊዜ፡
 አለ፡— ከአባታችሁ፡ በኩል፡
 የሾነውን፡ ወንድማችሁን፡ አም
 ጡልኝ ፤ እኔ፡ ከአስተናጋጆች፡
 ሁሉ፡ በላጭ፡ ስኾን ፤ ስፍርን፡
 የምሞላ፡ መኾኔን፡ አታዩምን?

60 እርሱንም፡ ባታመጡልኝ፡ እኔ፡
 ዘንድ፡ ለናንተ፡ ስፍር፡ የላች
 ሁም ፤ አትቀርቡኝምም ።

61 :—ስለርሱ፡ አባቱን፡ በጥብቅ፡
 እንጠይቃለን ፤ እኛም፡ (ይህንን)፡
 በእርግጥ፡ ሠሪዎች፡ ነን፡ አሉት ።

62 ለአሽከሮቹም፡— ሸቀጣቸውን፡
 ወደ፡ ቤተሰቦቻቸው፡ በተመለሱ፡
 ጊዜ፡ ያውቋት፡ ዘንድ፡ በየገዛቻ
 ቸው፡ ውስጥ፡ አድርጉላቸው ፤
 ሲመለሱ፡ ይከጃላልና፡ አላቸው ።

63 ወደ፡ አባታቸውም፡ በተመለሱ፡
 ጊዜ፡— አባታችን፡ ሆይ ! (ወንድ
 ማችንን፡ እስከምንወስድ)፡ ስፍር
 ከኛ፡ ተከልክሏል ፤ ስለዚህ፡ ወን
 ድማችንን፡ ከኛ፡ ጋር፡ ላከው ፤
 ይሰፈርልናልና፡ እኛም፡ ለርሱ፡
 ጠባቂዎች፡ ነን፡ አሉ ።

64 :—ከአሁን፡ በፊት፡ በወንድሙ፡
 ላይ፡ እንዳመንኳችሁ፡ እንጅ፡
 በርሱ፡ ላይ፡ አምናችኋለሁ? ፤
 አላህም፡ በጠባቂነት፡ (ከሁሉ)፡

የበለጠ፡ ነው ፤ እርሱም፡ ከአላ
 ችች፡ ሁሉ፡ ይበልጥ፡ አላች፡
 ነው ፤ አላቸው ።

65 ዕቃቸውንም፡ በከፈቱ፡ ጊዜ፡
 ሸቀጣቸውን፡ ወደነርሱ፡ ተመ
 ልሳ፡ አገኙ፡—አባታችን፡ ሆይ !
 ምን፡ እንፈልጋለን? ይህቺ፡ ሸቀ
 ጣችን፡ ናት ፤ ወደኛ፡ ተመልሳል
 ናለች ፤ (እንረዳባታለን)፡ ለቤተ
 ሰቦቻችንም፡ እንሸምታለን ፤ ወን
 ድማችንንም፡ እንጠብቃለን ፤
 የግመልንም፡ ጭነት፡ እንጨምራ
 ለን ፤ ይህ፡ (በንጉሡ፡ ላይ)፡
 ቀላል፡ ስፍር፡ ነው፡ አሉ ።

66 :—ካልተከበባችሁ፡ በስተቀር፡
 እርሱን፡ በእርግጥ፡ የምታመጡ
 ልኝ፡ ለመኾናችሁ፡ ከአላህ፡ የኾ
 ነን፡ ቃል፡ ኪዳን፡ መተማመኛ፡
 እስከምትሰጡኝ፡ ድረስ፡ ከናንተ፡
 ጋር፡ ፈጽሞ፡ አልልከውም፡ አላ
 ቸው ፤ መተማመኛቸውንም፡ በሰ
 ጡት፡ ጊዜ፡—አላህ፡ በምን
 ለው፡ ሁሉ፡ ላይ፡ ምስክር፡ ነው፡
 አላቸው ።

67 አለም፡— ልጆቹ፡ ሆይ ! ባንድ፡
 በር፡ አትግቡ ፤ ግን፡ በተለያዩ፡
 በሮች፡ ግቡ ፤ ከአላህም፡ (ፍርድ)፡
 በምንም፡ አልጠቅማችሁም ፤
 (አልመልስላችሁም) ፤ ፍርዱ፡
 የአላህ፡ እንጅ፡ የሌላ፡ አይደለም፤
 በርሱ፡ ላይ፡ ተመካሁ ፤ ተመኪዎ
 ችም፡ ሁሉ፡ በርሱ፡ ብቻ፡
 ይመኩ ።

68 አባታቸውም፡ ካዘዛቸው፡ ስፍራ፡
 በገቡ፡ ጊዜ፡ ከአላህ፡ (ፍርድ)፡
 ምንም፡ ነገር፡ ከነርሱ፡ የሚከለ
 ክልላቸው፡ አልነበረም ፤ ግን፡
 በያዕቆብ፡ ነፍስ፡ ውስጥ፡ የነበ
 ረች፡ ጉዳይ፡ ናት ፤ ፈጸማት ፤ እ

ርሱም ፡ ስላሳወቅነው ፡ የዕውቀት ፡ ባለ ፡ ቤት ፡ ነው ፤ ግን ፡ አብዛኞቹ ፡ ሰዎች ፡ አያውቁም ።

69 በዩሱፍ ፡ ላይ ፡ በገቡ ፡ ጊዜም ፡ ወንድሙን ፡ ወደርሱ ፡ አስጠጋው ፡ እነሆ ፡ እኔ ፡ ወንድምህ ፡ ነኝ ፡ ይሠሩት ፡ በነበሩትም ፡ ሁሉ ፡ አትቆላጭ ፡ አለው ።

70 ዕቃቸውንም ፡ ባዘጋጀላቸው ፡ ጊዜ ፤ ዋንጫይቱን ፡ (1) በወንድሙ ፡ ዕቃ ፡ ውስጥ ፡ አደረገ ፤ ከዚያም ፡— እላንተ ፡ ባለ ፡ ግመሎች ፡ ሆይ ፡ እናንተ ፡ በእርግጥ ፡ ሌቦች ፡ ናችሁ ፡ ሲል ፡ ጠሪ ፡ ተጣራ ።

71 ወደነሱ ፡ ዞረውም ፡— ምንድን ፡ ጠፋችሁ ? አሉ ።

72 —የንጉሡ ፡ መስፈሪያ ፡ ጠፍቶ ናል ፤ እርሱንም ፡ ላመጣ ፡ ሰው ፡ የግመል ፡ ጭነት ፡ አለው ፤ እኔም ፡ በርሱ ፡ ተያዥ ፡ ነኝ ፡ አለ ።

73 —በአላህ ፡ እንምላለን ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ ለማጥፋት ፡ እንዳልመጣን ፡ በእርግጥ ፡ ዐውቃችኋል ፤ ሌቦችም ፡ አልነበርንም ፡ አሉ ።

74 —ውሽታዎች ፡ ብትኾኑ ፡ ቅጣቱ ምንድን ፡ ነው ? አሏቸው ።

75 ቅጣቱ ፡ (በያዕቆብ ፡ ሕግ) ፡ ዕቃው ፡ በጓዙ ፡ ውስጥ ፡ የተገኘ ቦት ፡ ሰው ፡ (ራሱ ፡ መወሰድ) ፡ ነው ፤ እርሱም ፡ ቅጣቱ ፡ ነው ፤ እንደዚሁ ፡ በደለኞችን ፡ እንቀጣ ስን ፤ አሉ ።

76 (ምርመራውን) ፡ ከወንድሙም ፡ ዕቃ ፡ በፊት ፡ በዕቃዎቻቸው ፡ ጀመረ ፤ ከዚያም ፡ (ዋንጫይቱን) ፡ ከወንድሙ ፡ ዕቃ ፡ ውስጥ ፡ አወ

ጣት ፤ እንደዚሁ ፡ ለዩሱፍ ፡ ብልሃትን ፡ አስተማርነው ፤ አላህ ፡ ባልሻ ፡ ኖሮ ፡ በንጉሡ ፡ ሕግ ፡ ወንድሙን ፡ ሊይዝ ፡ አይገባውም ነበር ፤ የምንሻውን ፡ ሰው ፡ በደረጃዎች ፡ ከፍ ፡ እናደርጋለን ፡ ከዕውቀት ፡ ባለቤቶች ፡ ሁሉ ፡ በላይም ፡ ዐዋቂ ፡ አልለ ።

77 —ቢሰርቅ ፡ ከአሁን ፡ በፊት ፡ የርሱው ፡ ወንድም ፡ በእርግጥ ፡ ሰርቋል ፡ አሉ ፤ ዩሱፍም ፡ (ይህችን ፡ ንግግር) ፡ በነፍሱ ፡ ውስጥ ፡ ደበቃት ፤ ለነሱም ፡ አልገለጣትም ፤ (በልቡ) ፡— እናንተ ፡ ሥራችሁ ፡ የከፋ ፡ ነው ፤ አላህም ፡ የምትሉትን ፡ ሁሉ ፡ ይበልጥ ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ፡ አለ ።

78 አንተ ፡ የተከበርከው ፡ ሆይ ፡ —ለርሱ ፡ በእርግጥ ፡ ታላቅ ፡ ሽማግሌ ፡ አባት ፡ አልለው ፤ ስለዚህ ፡ በርሱ ፡ ስፍራ ፡ እንድኛችንን ፡ ያዝ ፤ እኛ ፡ ከመልካም ፡ ሠሪዎች ፡ ኾነህ ፡ እናጭላለንና ፡ አሉት ።

79 —ዕቃችንን ፡ እርሱ ፡ ዘንድ ፡ ያገኘንበትን ፡ ሰው ፡ እንጂ ፡ ሌላን ከመያዝ ፡ በአላህ ፡ እንጠበቃለን ፤ እኛ ፡ ያን ፡ ጊዜ ፡ በእርግጥ ፡ በዳዮች ፡ ነን ፤ አለ ።

80 ከርሱም ፡ ተስፋን ፡ በቆረጠ ፡ ጊዜ ፡ የሚመካከሩ ፡ ኾነው ፡ ገለል ፡ አሉ ፤ ታላቃቸው ፡ አለ፡— አባታችሁ ፡ በናንተ ፡ ላይ ፡ ከአላህ ፡ የኾነን ፡ መታመኛ ፡ ኪዳን ፡ በእርግጥ ፡ የያዘባችሁ ፡ መኾኑን ፡ ከዚህም ፡ በፊት ፡ በዩሱፍ ፡ ላይ ፡ ግፍ ፡ የሠራችሁትን ፡ አታውቁምን ? ስለዚህ ፡ አባቴ ፡ ለኔ ፡ እስከ ሚፈቅድልኝ ፡ ወይም ፡ አላህ ፡

ለኔ ፡ እስከሚፈርድልኝ ፡ ድረስ ፡ የምስርን ፡ ምድር ፡ አልለይም ፤ እርሱም ፡ ከፈራጆች ፡ ሁሉ ፡ በላጭ ፡ ነው ።

81 ወደ ፡ አባታችሁ ፡ ተመለሱ ፤ በሉትም ፡— አባታችን ፡ ሆይ ፡ ልጅህ ሰረቀ ፡ ባወቅነውም ፡ ነገር ፡ እንጂ ፡ አልመሰከርንም ፤ ፋቂንም ፡ ነገር ፡ (ምስጢሩን) ፡ ዐዋቂዎች ፡ አልነበርንም ፤

82 ያችንም ፡ በውስጡ ፡ የነበርንባትን ፡ ከተማ ፡ ያችንም ፡ በውስጡ ፡ የመጣነውን ፡ ባለ ፡ ግመል ፡ ጓድ ፡ ጠይቅ ፤ እኛም ፡ በእርግጥ ፡ እውነተኞች ፡ ነን ።

83 (ያዕቆብ) ፡— አይደለም ፡ ነፍሶቻችሁ ፡ እንዳች ፡ ነገርን ፡ ለናንተ ፡ ሸለሙላችሁ ፡ (ሠራችሁትም) ፡ መልካምም ፡ ትእግሥት ፡ (ማድረግ) ፡ አለብኝ ፤ እነርሱን ፡ (ሦስቱንም) ፡ የተሰበሰቡ ፡ ኾነው ፡ አላህ ፡ ሊያመጣልኝ ፡ ይከጀላል ፡ እነሆ ፡ እርሱ ፡ ዐዋቂ ፡ ጥበበኛ ፡ ነውና ፡ አላቸው ።

84 ከነሱም ፡ ዘወር ፡ አለና ፡— በዩሱፍ ፡ ላይ ፡ ዋ ፡ ሐዘኔ ! አለ ፤ ዓይኖቼም ፡ ከሐዘን ፡ (ለቅሶ) ፡ የተነሳ ፡ ነጡ ፤ እርሱም ፡ በትካዜ ፡ የተመላ ፡ ነው ።

85 (እነርሱም) ፡— በአላህ ፡ እንምላለን ፤ ለጥፋት ፡ የቀረብክ ፡ እስከ ምትኾን ፡ ወይም ፡ ከጠፈዎቹ ፡ እስከምትኾን ፡ ድረስ ፡ ዩሱፍን ፡ ከማውሳት ፡ አትወገድም ፤ አሉ ።

86 —ጭንቀቱንና ፡ ሐዘኔን ፡ የማሰሙተው ፡ ወደ ፡ አላህ ፡ ብቻ ፡ ነው ፤ ከአላህም ፡ በኩል ፡ የማታውቁትን ፡ ነገር ፡ ዐውቃለሁ ፡ አላቸው ።

87 ልጆቹ ፡ ሆይ ፡ ሺዱ ፤ ከዩሱፍና ፡ ከወንድሙም ፡ (ወሬ) ፡ ተመራመሩ ፤ ከአላህም ፡ እዝነት ፡ ተሰፋ ፡ አትቀረጡ ፤ እነሆ ፡ ከአላህ ፡ እዝነት ፡ ከሐዲዎች ፡ ሕዝቦች ፡ እንጂ ፡ ተሰፋ ፡ አይቆርጥም ፡ (አለ) ።

88 በርሱም ፡ ላይ ፡ በገቡ ፡ ጊዜ ፡ እንተ ፡ የተከበርከው ፡ ሆይ ፡ እኛንም ፡ ቤተ ፡ ሰባቶችንንም ፡ ጉዳት ፡ ደረሰብን ፤ ርካሽ ፡ ሸቀጥም ፡ ይዘን ፡ መጥተናል ፤ ስፍርንም ፡ ለኛ ፡ ሙላልን ፤ በኛም ፡ ላይ ፡ መጽውት ፤ አላህ ፡ መጽዋችችን ፡ ይመነዳልና ፡ አሉት ።

89 —እናንተ ፡ የማታውቁ ፡ በነበራችሁ ፡ ጊዜ ፡ በዩሱፍና ፡ በወንድሙ ፡ ላይ ፡ የሠራችሁትን ፡ ግፍ ፡ ዐወቃችሁን ? አላቸው ።

90 —አንተ ፡ በእርግጥ ፡ አንተ ፡ ዩሱፍ ፡ ነህን ? አሉት ፤ እኔ ፡ ዩሱፍ ነኝ ፤ ይህም ፡ ወንድሜ ፡ ነው ፡ አላህ ፡ በኛ ፡ ላይ ፡ በእርግጥ ፡ ለገሰልን ፤ እነሆ ፡ የሚጠነቀቅና ፡ የሚታገሥ ፡ ሰው ፡ (አላህ ፡ ይክሰዋል) ፤ አላህ ፡ የበጎ ፡ አድራጊዎችን ፡ ዋጋ ፡ አያጠፋምና ፡ አለ ።

91 —በአላህ ፡ እንምላለን ፤ አላህ ፡ በኛ ፡ ላይ ፡ በእርግጥ ፡ አበለጠህ ፡ እኛም ፡ በእርግጥ ፡ አጥፈዎች ፡ ነበርን ፡ አሉ ።

92 —ዛሬ ፡ በናንተ ፡ ላይ ፡ ወቀሳ ፡ የለባችሁም ፤ አላህ ፡ ለናንተ ፡ ይምራል ፤ እርሱም ፡ ከአዛኞች ፡ ሁሉ ፡ ይበልጥ ፡ አዛኝ ፡ ነው ፡ አላቸው ።

93 ይህንን ፡ ቀሚሴን ፡ ይዛችሁ ፡ ሺዱ ፤ በአባቴ ፡ ፊትም ፡ ጣሉት ፡ የሚያይ ፡ ኾኖ ፡ ይመጣልና ፡ ቤተ

1 መጠጫና ፡ መስፈሪያውን ።

ሰባቸውንም ፡ ሰብስባችሁ ፡ አም
ጡልኝ ፡ (አላቸው) ።

94 ግመል ፡ ጫኞቹም ፡ (ምስርን) ፡
በተለዩ ፡ ጊዜ ፡ አባታቸው ፡
፡—እኔ ፡ የዩሱፍን ፡ ሽታ ፡ በእር
ግጥ ፡ አገኛለሁ ፤ ባታቂሉኝ ፡
ኖሮ ፡ (ታምኑኝ ፡ ነበር) ፡ አለ ።

95 ፡—በአላህ ፡ እንምላለን ፤ አንተ ፡
በእርግጥ ፡ በቀድሞው ፡ ስሕተ
ትህ ፡ ውስጥ ፡ ነህ ፤ አሉት ።

96 አብሳሪውም ፡ በመጣ ፡ ጊዜ ፡
(ቀሚሉን) ፡ በፊቱ ፡ ላይ ፡ ጣለው፤
ወዲያውም ፡ የሚያይ ፡ ሾነ ፤ እኔ ፡
ለናንተ ፡— ከአላህ ፡ በኩል ፡ የማ
ታውቁትን ፡ ዐውቃለሁ ፡ አላልኳ
ችሁምን ? አላቸው ።

97 ፡—አባታችን ፡ ሆይ ፡ ለጎጧአቶ
ቻችን ፡ ምሕረትን ፡ ለምንልን ፤
እኛ ፡ ጥፋተኞች ፡ ነበርንና ፡ አሉ።

98 ፡—ወደፊት ፡ ለናንተ ፡ ጌታዬን ፡
ምሕረትን ፡ እለምንላችኋለሁ ፡
እነሆ ፤ እርሱ ፡ መሐሪው ፡ አዛኙ ፡
ፅውና ፡ አላቸው ።

99 በዩሱፍ ፡ ላይም ፡ በገቡ ፡ ጊዜ ፡
ወላጆቹን ፡ ወደርሱ ፡ አስጠጋ
ቸው ፤ በአላህም ፡ ፈቃድ ፡ ጥብ
ቆች ፡ ስትኾኑ ፡ ምስርን ፡ ግቡ ፡
አላቸው ።

100 ወላጆቹንም ፡ በዙፋኑ ፡ ላይ ፡ አወ
ጣቸው ፤ ለርሱም ፡ ሰጋጆች ፡
ኾነው ፡ ወረዱለት ፤ አባቱም ፡
ሆይ ፡ ይህ ፡ ፊት ፡ ያየኋት ፡
ሕልሜ ፡ ፍች ፡ ነው ፤ ጌታዬ ፡ በእ
ርግጥ ፡ እውነት ፡ አደረጋት ፤ ከወ
ህኒ ፡ ቤትም ፡ ባወጣኝና ፡ ሰይጣ
ንም ፡ በኔና ፡ በወንድሞቼ ፡ መካ
ከል ፡ ከአበላሽ ፡ በኋላ ፡ እናንተን ፡
ከገጠር ፡ ባመጣችሁ ፡ ጊዜ ፡ በእር

ግጥ ፡ ለኔ ፡ መልካም ፡ ዋለልኝ ፤
ጌታዬ ፡ ለሚሻው ፡ ነገር ፡ እዝነቱ፤
ረቂቅ ፡ ነው ፤ እነሆ ፡ እርሱ ፡ ዐዋ
ቂው ፡ ጥበበኛው ፡ ነው ፤ አለ ።

101 ጌታዬ ፡ ሆይ ! ከንግሥና ፡ በእር
ግጥ ፡ ሰጠኸኝ ፤ ከሕልሞችም ፡
ፍች ፡ አስተማርከኝ ፤ የሰማያትና ፡
የምድር ፡ ፈጣሪ ፡ ሆይ ! አንተ ፡
በቅርቢቱና ፡ በመጨረሻይቱ ፡
ዓለም ፡ ረዳቱ ፡ ነህ ፤ መሰለም፡
ሆኘኝ ፡ ግደለኝ ፤ በመልካሞቹም ፡
አስጠጋኝ ፤ (አለ) ።

102 (መሐመድ ፡ ሆይ) ፡ ይህ ፡ ወዳ
ንተ ፡ የምናወርደው ፡ ሲኾን ፤
ከሩቅ ፡ ወሬዎች ፡ ነው ፤ አንተም ፡
እነርሱ ፡ (በዩሱፍ) ፡ የሚመክሩ ፡
ኾነው ፡ ነገራቸውን ፡ በቆረጡ ፡
ጊዜ ፡ እነሱ ፡ ዘንድ ፡ አልነበር
ከም ።

103 አብዛኛዎቹም ፡ ሰዎች ፡ (ለማመና
ቸው) ፡ ብትጓጓም ፡ የሚያምኑ ፡
አይደሉም ።

104 በርሱም ፡ (በቁርአን) ፡ ላይ ፡
ምንም ፡ ዋጋ ፡ አትጠይቃቸውም ፤
እርሱ ፡ ለዓለማት ፡ ግሣዴ ፡
እንጂ ፡ ሌላ ፡ አይደለም ።

105 በሰማያትና ፡ በምድርም ፡ ካለ
ችው ፡ ምልክት ፡ ብዙይቱ ፡
እነሱ ፡ ከርሷ ፡ ዘንጊዎች ፡ ኾነው፡
በርሷ ፡ ላይ ፡ ያልፋሉ ።

106 አብዛኞቻቸውም ፤ እነሱ ፡ አጋሪ
ዎች ፡ ኾነው ፡ እንጂ ፡ በአላህ ፡
አያምኑም ።


107 ከአላህ ፡ ቅጣት ፡ ሸፋኝ ፡ አደጋ ፡
የምትመጣባቸው ፡ ወይም ፡ ሰዓ
ቲቱ ፡ እነሱ ፡ የማያውቁ ፡ ሲኾኑ ፡
በድንገት ፡ የምትመጣባቸው ፡
መኾኑዋን ፡ አይፈሩምን ?

108 ፡—ይህች ፡ መንገዴ ፡ ናት ፤ ወደ ፡
አላህ ፡ እጠራለሁ ፤ እኔም ፡ የተከ
ተለኝም ፡ ሰው ፡ በግልጽ ፡ ማስ
ረጃ ፡ ላይ ፡ ነን ፤ ጥራትም ፡ ለአ
ላህ ፡ ይገባው ፤ እኔም ፡ ከአጋሪ
ዎቹ ፡ አይደለሁም ፡ በል ።

109 ካንተ ፡ በፊትም ፡ ከከተሞች ፡
ሰዎች ፡ ወደነርሱ ፡ ራእይ ፡ የምና
ወርድላቸው ፡ የኾኑን ፡ ወንዶችን ፡
እንጂ ፡ አልላከንም ፤ በምድር ፡
ላይ ፡ አይኼዱምና ፡ የነዚያን ፡
ከነሱ ፡ በፊት ፡ የነበሩትን ፡
ሰዎች ፡ መጨረሻ ፡ አይመለከ
ቱምን ? የመጨረሻይቱም ፡ አገር ፡
ለነዚያ ፡ ለተጠነቀቁት ፡ በእር
ግጥ ፡ የተሻለች ፡ ናት ፤ አታውቁ
ምን ?

110 መልከተኞቹም ፡ ተስፋ ፡ በቆረ
ጡና ፡ እነርሱ ፡ በእርግጥ ፡ የተ
ዋሹ ፡ መኾናቸውን ፡ በተጠራ
ጠሩ ፡ ጊዜ ፡ እርዳታችን ፡ መጣላ
ቸው ፤ (እኛ) ፡ የምንሻውም ፡ ሰው
እንዲድን ፡ ተደረገ ፤ ቅጣታች
ንም ፡ ከአጋሪዎቹ ፡ ሕዝቦች ፡ ላይ
አይመለስም ።

111 በታሪካቸው ፡ ውስጥ ፡ ለአእምሮ ፡
ባለ ፡ ቤቶች ፡ በእርግጥ ፡ መገ
ሠጫ ፡ ነበረ ፤ (ይህ ፡ ቁርአን) ፡
የሚቀጣጠፍ ፡ ወሬ ፡ አይደለም ፤
ግን ፡ ያንን ፡ በስተፊቱ ፡ ያለውን ፡
አረጋጋጭ ፡ ለነገርም ፡ ሁሉ ፡
ገላጭ ፡ ለሚያምኑ ፡ ሕዝቦችም ፡
መሪና ፡ ችሮታ ፡ ነው ።



በአላህ ፡ ስም ፡ እጅግ ፡ በጣም ፡
ርገሩህ ፤ በጣም ፡ አዛኝ ፡ በሆነው።

1 አ. ለ. መ. ረ. (አሊፍ ፡ ላም ፡ ሚም ፡
ራ) ፡ (1) ይህች ፡ (አናቅጽ) ፡ ከመ
ጽሐፉ ፡ አንቀጾች ፡ ናት ፤ ያም ፡
ከጌታህ ፡ ወዳንተ ፡ የተወረደው ፡
እውነት ፡ ነው ፤ ግን ፡ አብዛኛ
ዎቹ ፡ ሰዎች ፡ አያምኑም ።

2 አላህ ፡ ያ ፡ ሰማያትን ፡ የምታዩ
ዋት ፡ አዕማድ ፡ ሳትኖር ፡ ያን
ሳት ፡ ከዚያም ፡ በዐርሹ ፡ (ዙፋኑ) ፡
1 እኔ ፡ አላህ ፡ ነኝ ፡ ዐውቃለሁ ፡ አያሉሁም ።

ላይ ፡ (ስልጣን) ፡ የተደላደለ ፡ ፀሐ
ይንና ፡ ጨረቃንም ፡ የገራ ፡ ነው ፤
ሁሉም ፡ ለተወሰነ ፡ ጊዜ ፡ ይሮ
ጣሉ ፤ ነገሩን ፡ ሁሉ ፡ ያስተናብ
ራል ፤ በጌታችሁ ፡ መገናኘት ፡
ታረጋግጡ ፡ ዘንድ ፡ ታምራቶ
ችን ፡ ይዘረዝራል ።

3 እርሱም ፡ ያ ፡ ምድርን ፡ የዘረጋ ፡
በሷም ፡ ተራራዎችንና ፡ ወንዞ
ችን ፡ ያደረገ ፡ በውስጧም ፡ ከፍሬ
ዎች ፡ ሁሉ ፡ ሁለት ፡ ሁለት ፡
ዓይነቶችን ፡ ያደረገ ፡ ነው ፤ ሌሊ
ትን ፡ በቀን ፡ ይሸፍናል ፤ በዚ

ህም : ውስጥ : ለሚያስተነትኑ :
 ሕዝቦች : ምልክቶች : አልሉ ።
 4 በምድርም : የተጎራበቱ : ቁርጥ
 ራጮች : አልሉ ፤ ከወይኖችም :
 አትክልቶች : አዝርዕቶችም : መን
 ታዎችና : መንታዎች : ያልኾኑ :
 ዘንባባዎችም : አልሉ ። በአንድ :
 ውሃ : ይጥጠጣሉ ፤ (በጣዕምም :
 ይለያያሉ) ፤ ከፊሎጥንም : በከ
 ፊሎ : ላይ : በሚበላው : ሰበል :
 እናበልጣለን ፤ በዚህም : ውስጥ :
 ለሚያውቁ : ሕዝቦች : ታምራት :
 አለበት ።
 5 ብትደነቅም : ዐፈር : በኾንን : ጊዜ :
 እኛ : አዲስ : ፍጥረት : እንኾና
 ለን ? ማለታቸው : (ታላቅ) : ድን
 ቅ : ነው ፤ እነዚህ : እነዚያ : በጌታ
 ቸው : የካዱት : ናቸው : እነዚ
 ህም : እንዛዝላዎች : በአንገቶቻ
 ቸው : ላይ : ያሉባቸው : ናቸው ፤
 እነዚህም : የአሳት : ጓዶች :
 ናቸው ፤ እነሱ : በውስጣ : ዘው
 ታሪዎች : ናቸው ።
 6 ከነሱ : በፊት : የመሰሉቻቸው :
 ቅጣቶች : በእርግጥ : ያለፉ :
 ሲኾኑ : ከመልካሙ : በፊት :
 በመጥፎው : ያስቸኩሉሃል ፤ ጌታ
 ህም : ለሰዎች : ከመበደላቸው :
 ጋር : በእርግጥ : የምሕረት : ባለ
 ቤት : ነው ፤ ጌታህም : በእርግጥ :
 ቅጣተ : ብርቱ : ነው ።
 7 እነዚያም : የካዱት : በርሱ : ላይ :
 ከጌታው : ታምር : ለምን : አልተ
 ወረደለትም : ይላሉ ፤ አንተ :
 አስፈራሪ : ብቻ : ነህ ፤ ለሕዝብም
 ሁሉ : መሪ : አላቸው ።
 8 አላህ : ሴት : ሁሉ : የምታረጋዝ
 ውን : ያውቃል : ማሕፀኖችም :
 የሚያገድሉትን : የሚጨምሩት

ንም : (ያውቃል) ፤ ነገሩም : ሁሉ :
 እርሱ : ዘንድ : በልክ : የተወሰነ :
 ነው ።
 9 ፍቁንና : ቅርቡን : ዐዋቂ : ታላቅ :
 የላቀ : ነው ።
 10 ከናንተ : ውስጥ : ቃሉን : ዝቅ :
 ያደረገ : ሰው : በርሱ : የጮኸም :
 ሰው : እርሱ : በሌሊት : ተደባ
 ቁም : በቀን : (ተገልጾ) : ኪያጅም :
 የኾነ : ሰው : (እርሱ : ዘንድ) :
 እኩል : ነው ።
 11 ለርሱ : (ለሰው) : ከስተፊቱም :
 ከኋላውም : በአላህ : ትእዛዝ :
 (ከክፉ) : የሚጠብቁት : ተተካኪ
 ዎች : (መላእክት) : አልሉት ፤
 አላህ : በሕዝቦች : ዘንድ : ያለ
 ውን : ጸጋ : በነፍሶቻቸው : ያለ
 ውን : (ኹኔታ) : እስከሚለውጡ :
 ድረስ : አይለውጥም ፤ አላህም :
 በሰዎች : ላይ : ክፉን : በሻ : ጊዜ :
 ለርሱ : መመለስ : የለውም ፤ ለነ
 ርሱም : ከርሱ : ሌላ : ምንም :
 ተከላካይ : የላቸውም ።
 12 እርሱ : ያ : የምትፈሩና : የምትከ
 ጅሉም : ስትኾኑ : ብልጭታን :
 የሚያሳዩትሁ : ከባዶች : ደመና
 ዎችንም : የሚያስገኝ : ነው ።
 13 ነገድጓድም : አላህን : በማመስ
 ገን : ያጠራል ፤ መላእክትም :
 እርሱን : ለውፍራት : (ያጠሩ
 ታል) ፤ መብረቆችንም : ይልካል :
 እነርሱም : (ከሓዲዎች) : በአ
 ላህ : የሚከራከሩ : ሲኾኑ : በርሷ :
 የሚሻውን : ሰው : ይመታል : እር
 ሱም : ጎይለ : ብርቱ : ነው ።
 14 ለርሱ : (ለአላህ) : የውነት : መጥ
 ሪያ : አልለው : እነዚያም : ከርሱ :
 ሌላ : የሚገዝቡባቸው : (ጣዖታ
 ት) : ወደ : አፉ : ይደርስ : ዘንድ :

ወደ : ውሃ : መዳፎቹን : (በሩቅ :
 ኾኖ) : እንደሚዘረጋ : (ሰው :
 መልስ) : እንጂ : ለነርሱ : በም
 ንም : አይመልሱላቸውም ፤ (1)
 እርሱም : ወደ : አፉ : ደራሽ :
 አይደለም ፤ የከሓዲዎችም : ጥሪ :
 በከንቱ : እንጂ : አይደለም ።
 15 በሰማያትና : በምድርም : ያሉት :
 ሁሉ : በውድም : ኾነ : በግድ :
 ለአላህ : ይሰግዳሉ ፤ ጥላዎቻቸ
 ውም : በጧቶችና : በሠርኮች : (2)
 (ይሰግዳሉ) ።
 16 የሰማያትና : የምድር : ጌታ : ማን
 ነው ? በላቸው ፤ አላህ : ነው :
 በል ፤ ለነፍሶቻቸው : ጥቅምንም :
 ጉዳትንም : የማይችሉን : ረዳ
 ቶች : ከርሱ : ሌላ : ያዛችሁን ?
 በላቸው ፤ ዕውርና : የሚያይ : ይተ
 ካከላሉን ? ወይስ : ጨለማዎችና :
 ብርሃን : ይተካከላሉን ? ወይስ :
 ለአላህ : እንደርሱ : አፈጣጠር :
 የፈጠሩን : ተጋሪዎች : አደረጉለ
 ትና : ፍጥረቱ : በነሱ : ላይ : ተመ
 ሳሰለባቸውን ? በል ፤ አላህ : ሁለመ
 ናውን : ፈጣሪ : ነው ፤ እርሱም :
 አንዱ : አሸናፊው : ነው ፤ በል ።
 17 ከሰማይ : ውሃን : አወረደ ፤ ሸለቆ
 ዎቹም : በመጠናቸው : ፈሰሱ ፤
 ጎርፉም : አሰፋፈውን : ኮረፋት :
 ተሸከመ ፤ ለጌጥ : ወይም ፤ ለዕቃ :
 ፍላጎት : በርሱ : ላይ : እሳት :
 የሚያነዱበትም : (ማዕድን) :
 ብጤው : የኾነ : ኮረፋት : አል
 ለው ፤ እንደዚሁ : አላህ : ለውነ

ትና : ለውሸት : ምሳሌን : ያደር
 ጋል ፤ ኮረፋቱማ : ግብስብስ :
 ኾኖ : ይጠፋል ፤ ለሰዎች : የሚጠ
 ቅመውማ : በምድር : ላይ : ይቆ
 ያል ፤ እንደዚሁ : አላህ : ምሳሌ
 ዎችን : ይገልጻል ።
 18 ለነዚያ : ለጌታቸው : ለታዘዙት :
 መልካም : ነገር : (ገነት) : አላ
 ቸው ፤ እነዚያም : ለርሱ : ያልታ
 ዘዙት : ለነሱ : በምድር : ያለው :
 ሁሉ : ከርሱም : ጋር : ብጤው :
 ቢኖራቸው : ኖሮ ፤ በርሱ : በተበ
 ገቡት : ነበር ፤ እነዚያ : ለነሱ :
 ክፉ : ምርመራ : አለባቸው ፤ መኖ
 ሪያቸውም : ገሀንም : ናት ፤ ፍራሻ
 ቸውም : ከፋች !
 19 ከጌታህ : ወዳንተ : የተወረደው :
 እውነት : መኾኑን : የሚያውቅ :
 ሰው : እንደዚያ : እርሱ : ዕውር :
 እንደ : ኾነው : ሰው : ነውን ?
 የሚገሠጹት : የአእምሮ : ባለ :
 ቤቶች : ብቻ : ናቸው ።
 20 እነዚያ : በአላህ : ቃል : ኪዳን :
 የሚሞሉ : የጠበቀውንም : ኪዳን :
 የማያፈርሱ : ናቸው ።
 21 እነዚያም : አላህ : እንዲቀጠል :
 በርሱ : ያዘዘውን : ነገር : የሚቀ
 ጥሉ : ጌታቸውንም : የሚያከ
 ብሩ : መጥፎንም : ቁጥጥር : የሚ
 ፈሩ : ናቸው ።
 22 እነዚያም : የጌታቸውን : ውዴታ :
 ለመፈለግ : የታገሡ : ሰላትንም :
 አዘውትረው : የሰገዱ : እኛ : ከሰ
 ጠናቸው : ሲሳይም : በምስጢ
 ርም : ኾነ : በግልጽ : የመጸውቱ :
 ክፉውንም : ነገር : በባን : የሚገ
 ፈትሩ : ናቸው ፤ እነዚያ : ለነሱ :
 መጨረሻይቱ : ምስጉን : አገር :
 አለቻቸው ።

1 ውሃው : በእጁ : ቢጠቅሰው : ወደ : አፉ :
 እንደማይመጣ : ጣዖታቶቹም : ጸሎታቸ
 ውን : አይስጡባቸውም ።
 2 ሠርኮ : ከዐሥራ : አንድ : ሰዓት : እስከ :
 ዐሥራ : ሁለት : ሰዓት : ያለው : ጊዜ :
 ነው ።

- 23 (እርሷም) : የመኖሪያ : ገነቶች : ናት ፤ ይገቡባታል ፤ ከአባቶቻቸውም : ከሚስቶቻቸውም : ከዘርያቸውም : መልካም : የሠራ : ሰው : (ይገባታል) ፤ መለክትም : በነሱ : ላይ : ከየደጃፉ : ሁሉ : ይገባሉ ።
- 24 ሰላም : ለናንተ : ይኹን : (ይህ : ምንዳ) : በመታገዣችሁ : ነው : የመጨረሻይቱም : አገር : ምን : ታምር ! (ይሏቸዋል) ።
- 25 እነዚያም : የአላህን : ቃል : ኪዳን : ከጠበቀ : በኋላ : የሚያፈርሱ : አላህም : እንዲቀጠል : በርሱ : ያዘዘውን : ነገር : የሚቆርጡ : በምድርም : ላይ : የሚያበላሹ : እነዚያ : ለነሱ : ርግማን : አለባቸው ፤ ለነሱም : መጥፎ : አገር : (ገሀነም) : አላቸው ።
- 26 አላህ : ለሚሻው : ሰው : ሲሳይን : ያሰፋል ፤ ያጠባልም ፤ (ከሐዲዎች) : በቅርቢቱም : ሕይወት : ተደሰቱ፤ የቅርቢቱም : ሕይወት : በመጨረሻይቱ : አንጻር : (ትንሽ : መጠቀሚያ : እንጂ : ምንም : አይደለችም ።
- 27 እነዚያም : የካዱት : በርሱ : ላይ : ከጌታው : ታምር : ለምን : አልተወረደም : ይላሉ ፤ አላህ : የሚሻውን : ያጠማል ፤ የተመለሰውንም : ሰው : ወደርሱ : ይመራል : በላቸው ።
- 28 (እነሱም) : እነዚያ : ያመኑ : ልቦቻቸውም : አላህን : በማውሳት : የሚረከቡ : ናቸው ፤ ንቁ : አላህን : በማውሳት : ልቦች : ይረከቡ ።
- 29 እነዚያ : ያመኑትና : መልካም : ሥራዎችን : የሠሩት : ለነሱ :

- ደግ : ኑሮ : መልካም : መመለሻም : አላቸው ።
- 30 እንደዚሁ : ከበፊትዋ : ብዙ : ሕዝቦች : በእርግጥ : ያለፉ : ወደ : ሽኑቸው : ሕዝብ : እነርሱ : በአልረሕማን : (1) የሚክዱ : ሲሹኑ : ያንን : ወደ : አንተ : ያወረድነውን : ቁርአን : በነርሱ : ላይ : ታነብላቸው : ዘንድ : ላክንህ ፤ እርሱ : (አልረሕማን) : ጌታዬ : ነው ፤ ከርሱ : ሌላ : አምላክ : የለም ፤ በርሱ : ላይ : ተጠጋሁ ፤ መመለሻም : ወደርሱ : ብቻ : ነው : በላቸው ።
- 31 ቁርአንም : በርሱ : ተራራዎች : በተነዱበት : ወይም : በርሱ : ምድር : በተቆራረጠችበት : ወይም : በርሱ : ሙታን : እንዲናገሩ : በተደረጉበት : ኖሮ : (የመካከሐዲዎች : ባላመኑ : ነበር) ፤ በውነቱ : ነገሩ : ሁሉ : የአላህ : ነው ፤ እነዚያ : ያመኑት : ሰዎች : እነሆ : አላህ : በሻ : ኖሮ : ሰዎችን : በመላ : በእርግጥ : ይመራቸው : እንደ : ነበረ : አያውቁምን ? እነዚያም : የካዱት : በሥራቸው : ምክንያት : (አጥፊ) : ዐደጋ : የምታገኛቸው : ከመኾን : ወይም : የአላህ : ቀጠሮ : እስኪመጣ : በአገራቸው : አቅራቢያ : (አንተ) : የምትሰፍርባቸው : ከመኾን : አይወገዱም ፤ አላህ : ቀጠሮውን : አያፈርስምና ።
- 32 ከአንተ : በፊት : በነበሩትም : መልክተኞች : በእርግጥ : ተላግጦባቸዋል ፤ ለእነዚያም : ለካዱት : ጊዜን : ሰጠኋቸው ፤ ከዚያም :

1 አልረሕማን : የአላህ : ልዩ : ስም : ነው ።


- (በቅጣት) : ያዝኩዋቸው ፤ ቅጣቱም : እንዴት : ነበር !
- 33 እርሱ : በነፍስ : ሁሉ : ላይ : በሠራቸው : ሥራ : ተጠባባቂ : የኾነው : (አላህ : እንደዚህ : እንዳልሽነው : ጣዖት : ብጤ : ነውን ?) ለአላህም : ተጋሪዎችን : አደረጉ ፤ ጥሯቸው : (1) አላህን : በምድር : ውስጥ : የማያውቀው : ኖሮ : ትነግሩታላችሁን ? ወይስ : ከቃል : በግልጽ : (ፍቺ : በሌለው : ከንቱ : ቃል : ተጋሪዎች : በማለት : ትጠሩዋቸዋላችሁን ?) በላቸው ፤ በውነቱ : ለእነዚያ : ለካዱት : ተንኮላቸው : ተሸለመላቸው ፤ ከውነቱ : መንገድም : ታገዱ ፤ አላህም : ያጠመመው : ሰው : ለርሱ : ምንም : አቅኜ : የለውም ።
- 34 ለነሱ : በቅርቢቱ : ሕይወት : ቅጣት : አላቸው ፤ የመጨረሻይቱም : (ዓለም) : ቅጣት : በጣም : የበረታ : ነው ፤ ለነሱም : ከአላህ : (ቅጣት) : ምንም : ጠባቂ : የላቸውም ።
- 35 ያች : ጥንቁቆቹ : ተስፋ : የተሰትጧ : ገነት : ምጣኔዋ : (እንደሚነገራችሁ : ነው) ፤ ከሥርዋ : ወንዞች : ይፈሳሉ ፤ ምግቧ : (ሁልጊዜ) : የማይቋረጥ ፤ ነው ፤ ጥላዋም : (እንደዚሁ) : ይህች : የነዚያ : የተጠነቀቁት : መጨረሻ : ናት ፤ የከሐዲዎችም : መጨረሻ : እሳት : ናት ።
- 36 እነዚያም : መጽሐፉን : የሰጠናቸው : ወዳንተ : በተወረደው : ይደሰታሉ ፤ ከአሕዛብም : ከፊሉን : የሚክዱ : ሰዎች : አልሉ ፤

1 የአምላክነት : ባሕርይ : እንዳላቸው : መጥኑዋቸው ።

- እኔ : የታዘዝኩት : አላህን : ብቻ : እንድግዛ : በርሱም : እንዳላጋራ : ነው ፤ ወደርሱ : እጠራለሁ ፤ መመለሻም : ወደርሱ : ነው : በላቸው ።
- 37 እንደዚሁ : በዐረብኛ : የተነገረ : ፍትሕ : ሲሹን : አወረድነው ፤ ዕውቀቱ : ከመጣልህም : በኋላ : ዝንባሌዎቻቸውን : ብትከተል : ከአላህ : ቅጣት : ምንም : ረዳትም : ጠባቂም : የለህም ።
- 38 ከአንተ : በፊትም : መልክተኞችን : በእርግጥ : ልከናል ፤ ለነሱም : ሚስቶችንና : ልጆችን : አድርገናል ፤ ለማንኛውም : መልክተኛ : በአላህ : ፈቃድ : እንጂ : ታምር : ሊያመጣ : አይገባውም ፤ ለጊዜው : ሁሉ : ጽሑፍ : አለው።
- 39 አላህ : የሚሻውን : ያብሳል ፤ ያጸድቃልም ፤ የመጽሐፉ : መሠረትም : እርሱ : ዘንድ : ነው ።
- 40 የዚያንም : ያስፈራራናቸውን : ከፊሉን : ብናሳይህ : (መልካም : ነው) ፤ ወይም : ብንገድልህ : (ወቀሳ : የለብህም) ፤ በአንተ : ላይ : ያለብህ : ማድረስ : ብቻ : ነው ፤ ምርመራውም : በኛ : ላይ : ነው ።
- 41 እኛ : ምድርን : ከጫኔቸዋ : የምናጎድላት : ኾነን : የምንመጣባት : መኾናችንን : አላዩምን ? አላህም : ይፈርዳል ፤ ለፍርዱም : ገልባጭ : የለውም ፤ እርሱም : ምርመራው : ፈጣን : ነው ።
- 42 እነዚያም : ከነሱ : በፊት : የነበሩት : በእርግጥ : መከፋ ፤ አዘንግቶም : የመያዙ : ዘዴ : በሙሉ : የአላህ : ነው ፤ ነፍስ : ሁሉ : የምትሠራውን : ያውቃል ፤ ከሐዲዎ

ችም : የመጨረሻይቱ : አገር : በኔና : በናንተ : መካከል : መስከረ : በአላህና : እርሱ : ዘንድ : የመጽሐፉ : ዕውቀት : ባለው : ሰው : በቃ : በላቸው ።

43 እነዚያም : የካዱት : ሰዎች : መልክተኛ : አይደለም : ይላሉ ፤



በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም : ርገሩም : በጣም : አዛኝ : በሆነው ።

1 አ.ለ.ረ. (አሊፍ : ላም : ራ ፤ ይህ : ቁርአን) ፤ ሰዎችን : በጌታቸው : ፈቃድ : ከጨለማዎች : ወደ : ብርሃን : አሸናፊ : ምስገን : ወደ : ሽነው : ጌታ : መንገድ : ታወጣ : ዘንድ : ወዳንተ : ያወረድነው : መጽሐፍ : ነው ።

2 አላህ : ያ : በሰማያት : ያለው : በምድርም : ያለው : ሁሉ : የርሱ : ብቻ : የሆነ : ነው ፤ ለከሐዲዎችም : ከብርቱ : ቅጣት : ወየላቸው ።

3 እነዚያ : የቅርቢቱን : ሕይወት : ከመጨረሻይቱ : ሕይወት : ይበልጥ : የሚወዱ : ከአላህም : መንገድ : የሚያግዱ : መጥመጫንም : የሚፈልጉዋት : ናቸው ፤ እነዚያ : በሩቅ : ስሕተት : ውስጥ : ናቸው ።

4 ከመልክተኛ : ማንኛውንም : ለነርሱ : ያብራራላቸው : ዘንድ : በወገኖቹ : ቋንቋ : እንጂ : በሌላ : አልላክንም ፤ አላህም : የሚሻውን :

5 ያጠማል ፤ የሚሻውንም : ያቀናል ፤ እርሱም : አሸናፊው : ጥበበኛው : ነው ።

6 ሙሳም : ወገኖችህን : ከጨለማዎች : ወደ : ብርሃን : አውጣ ፤ የአላህንም : ቀኖች : (1) አስገንዝባቸው ፤ በማለት : በታምራታችን : በእርግጥ : ላክነው ፤ በዚህ : ውስጥ : በብዙ : ታጋሽና : በብዙ : አመስጋኝ : ለሆኑት : ሁሉ : በእርግጥ : ታምራቶች : አልሉ ።

7 ሙሳም : ለሕዝቦቹ : ባለ : ጊዜ : (አስታውስ) ፤ ከፈርዖን : ቤተሰቦች : መጥፎን : ቅጣት : የሚያቀምሱዋችሁ : ወንዶች : ልጆቻችሁንም : የሚያርዱ : ሴቶቻችሁንም : የሚተዉ : ሲሆኑ : በአዳናችሁ : ጊዜ : በናንተ : ላይ : (የዋለላችሁን) : የአላህን : ጸጋ : አስታውሱ ፤ በዚህችሁ : ከጌታችሁ : የሆነ : ታላቅ : ፈተና : አለበት ።

8 ጌታችሁም : — ብታመሰግኑ : በእርግጥ : እጨምርላችኋለሁ : 1 ያለፉትን : ሕዝቦች : ድርጊቶች ።

ብትክዱም : (እቀጣችኋለሁ) ፤ ቅጣቱ : በእርግጥ : ብርቱ : ነውና : በማለት : ባስታወቀ : ጊዜ : (አስታውሱ) ።

8 ሙሳም : አለ : — እናንተም : በምድር : ያለውም : ሁሉ : በመላ : ፍትክዱ : አላህ : በእርግጥ : ተብቃቂ : ምስገን : ነው ።

9 የነዚያ : ከናንተ : በፊት : የነበሩት : የነሕ : ሕዝቦች : የዓድም : የሠሙድም : የነዚያም : ከነሱ : በኋላ : የነበሩት : ከአላህ : በስተቀር : ሌላ : የማያውቃቸው : (ሕዝቦች) : ወሬ : አልመጣላችሁምን ? መልክተኞቻቸው : በማስረጃዎች : መጠቸው ፤ እጆቻቸውንም : (በቁጭት : ሊነክሱ) : ወደ : አፎቻቸው : መለሱ ፤ አሉም : — እኛ : እናንተ : በርሱ : በተላካችሁበት : ነገር : ካድን ፤ እኛም : ወደርሱ : ከምትጠሩን : ነገር : አወላዋይ : በሆነ : ጥርጣሬ : ውስጥ : ነን ።

10 መልክተኞቻቸው : — ከገጠአቶቻችሁ : እንዲምራችሁ : ወደ : ተወሰነ : ጊዜም : (ያለ : ቅጣት) : እንዲያቆያችሁ : የሚጠራችሁ : ሲሆን : ሰማያትንና : ምድርን : ፈጣሪ : በሆነው : አላህ : (በመኖሩ) : ጥርጣሬ : አለን ? አላቸው : (ሕዝቦቹም) : — እናንተ : ብጤያችን : ሰው : እንጂ : አይደላችሁም ፤ አባቶቻችን : ይገዛሉት : ከነበሩት : ልትከለክሉን : ትሻላችሁ ፤ ግልጽንም : አስረጅ : (ካመጣችሁት : ሌላ) : አምጡልን : አሉ ።

11 መልክተኞቻቸው : ለነርሱ : አሉ : — እኛ : ብጤያችሁ : ሰው : እንጂ : ሌላ : አይደለንም ፤ ግን :

አላህ : ከባሮቹ : በሚሻው : ሰው : ላይ : ይለግሳል ፤ ለኛም : በአላህ : ፈቃድ : እንጂ : ማስረጃን : ልናመጣላችሁ : አይገባንም ፤ በአላህም : ላይ : ምእምናኖች : ይጠጉ ።

12 መንገዳችንንም : በእርግጥ : የመራን : ሲሆን : በአላህ : ላይ : የማንመካ : ለኛ : ምን : አለን ? በማሰቃየታችሁም : ላይ : በእርግጥ : እንታገላለን ፤ በአላህም : ላይ : ተመኪዎች : ሁሉ : ይመኩ ።

13 እነዚያም : የካዱት : ለመልክተኞቻቸው : — ከምድራችን : በእርግጥ : እናወጣችኋለን ፤ ወይም : ወደ : ሃይማኖታችን : በእርግጥ : ትመለሳላችሁ : አሉ ፤ ወደነርሱም : ጌታቸው : እንዲህ : ሲል : ላክ : — ከሐዲዎችን : በእርግጥ : እናጠፋለን ።

14 ከነሱም : በኋላ : ምድሪቱን : በእርግጥ : እናስቀምጣችኋለን ፤ ይኸ : በራቱ : መቆሙን : ለሚፈራ : ዛቻየንም : ለሚፈራ : ሰው : ነው ።

15 እርዳታንም : (ከአላህ) : ፈለጉ ፤ (ተረዱም) ፤ ጨካኝ : ሞገደኛ : የሆነም : ሁሉ : አፈረ ።

16 ከስተፊቱ : ገሀነም : አለበት : እኾ : ከሆነም : ውሃ : ይጋታል ።

17 ይጉነጨዋል : ሊውጠውም : አይቀርብም ፤ ሞትም : ከየስፍራው : ሁሉ : ይመጣበታል ፤ እርሱም : የሚሞት : አይደለም ፤ ከስተፊቱም : ከባድ : ቅጣት : አልለ ።

18 የነዚያ : በጌታቸው : የካዱት : ሰዎች : ምሳሌ : (መልካም) : ሥራዎቻቸው : በነፋሻ : ቀን : ነፋስ : በርሱ : እንደ : በረታችበት : አመድ : ነው : በሠሩት : ሥራ : በምንም : ላይ : (ሊጠቀሙ) : አይ

ችሎም ፤ ይህ ፡ እርሱ ፡ ፍቅ ፡ 19 አላህ ፡ ሰማያትንና ፡ ምድርን ፡ በውነት ፡ የፈጠረ ፡ መኾኑን ፡ አታይምን ? ቢሻ ፡ የጠፋችኋል ፤ አዲስ ፡ ፍጡርንም ፡ ያመጣል ።

20 ይህም ፡ በአላህ ፡ ላይ ፡ አስቸጋሪ ፡ አይደለም ።

21 የተሰበሰቡም ፡ ኾነው ፡ ለአላህ ፡ ይገለጻሉ ፤ (ሐሳብ) ፡ ደካማዎቹም ፡ (ተከታዮች) ፡ ለነዚያ ፡ ለኮሩት፡— እኛ ፡ ለናንተ ፡ ተከታዮች ፡ ነበርን ፤ እናንተ ፡ ከአላህ ፡ ቅጣት ፡ ከኛ ፡ ላይ ፡ እንዳችን ፡ ነገር ፡ ተከላካዮች ፡ ናችሁን ? ይላሉ ፤ (አስከታዮቹም) ፡— አላህ ፡ ባቀናን ፡ ኖሮ ፡ በእርግጥ ፡ በመራናችሁ ፡ ነበር ፤ ይሏቸዋል ፤ ብንበሳጭ ፡ ወይም ፡ ብንታገሥም ፡ በኛ ፡ ላይ ፡ እኩል ፡ ነው ፤ ለኛ ፡ ምንም ፡ መጠጊያ ፡ የለንም ፡ ይላሉ ።

22 ነገሩም ፡ በተፈጸመ ፡ ጊዜ ፡ ሰይጣን ፡ ይላቸዋል ፡— አላህ ፡ እውነተኛውን ፡ ቃል ፡ ኪዳን ፡ ገባላችሁ ፤ ቃል ፡ ኪዳንም ፡ ገባሁላችሁ ፤ አፈረስኩባችሁም ፤ ለኔም ፡ በናንተ ፡ ላይ ፡ ምንም ፡ ሥልጣን ፡ አልነበረኝም ፤ ግን ፡ ጠራኋችሁ ፤ ለኔም ፡ ታዘዛችሁ ፤ ስለዚህ ፡ አትውቀሱኝ ፤ ነፍሶቻችሁንም ፡ ውቀሱ ፤ እኔ ፡ የምረዳችሁ ፡ አይደለሁም ፤ እናንተም ፡ የምትረዱኝ ፡ አይደላችሁም ፤ እኔ ፡ ከአሁን ፡ በፊት ፡ ለአላህ ፡ ተጋሪ ፡ በአደረጋችሁት ፡ ነገር ፡ ካድኩ ፤ በዳዮቹ ፡ ለነርሱ ፡ በእርግጥ ፡ አሳማሚ ፡ ቅጣት ፡ አልላችው ።

23 እነዚያም ፡ ያመኑና ፡ መልካም ፡ ሥራዎችን ፡ የሠሩ ፡ ከሥሮቻቸው ፡ ወንዞች ፡ የሚፈሱባቸውን ፡ ገነቶች ፡ በውስጣቸው ፡ ዘውታሪዎች ፡ ሲኾኑ ፡ በጌታቸው ፡ ፈቃድ ፡ እንዲገቡ ፡ ይደረጋሉ ፤ በውስጣቸው ፡ መከባበሪያቸው ፡ ሰላም ፡ (ለናንተ ፡ ይኹን ፡ መባባል) ፡ ነው።

24 አላህ ፡ መልካምን ቃል ፡ ሥርዋ ፡ (በምድር ፡ ውስጥ) ፡ የተደላደለች ፡ ቅርንጫፍም ፡ ወደ ፡ ሰማይ ፡ (የረዘመች) ፡ እንደ ፡ ኾነች ፡ መልካም ፡ ዛፍ ፡ አድርጎ ፡ ምሳሌን ፡ እንዴት ፡ እንደገለጸ ፡ አላየሽምን ?

25 ምግቧን ፡ (ፍሬዋን) ፡ በጌታዋ ፡ ፈቃድ ፡ በየጊዜው ፡ ትሰጣለች ፤ አላህም ፡ ለሰዎች ፡ ይገሠጹ ፡ ዘንድ ፡ ምሳሌዎችን ፡ ይገልጻል ።

26 የመጥፎም ፡ ቃል ፡ ምሳሌ ፡ ከምድር ፡ በላይ ፡ የተገቡለሰሰች ፡ ለርሷ ፡ ምንም ፡ መደላደል ፡ የሌላት ፡ እንደ ፡ ኾነች ፡ መጥፎ ፡ ዛፍ ፡ ነው ።

27 አላህ ፡ እነዚያን ፡ ያመኑትን ፡ በቅርቡቱም ፡ ሕይወት ፡ በመጨረሻ ይቱም ፡ (በመቃብር) ፡ በተረጋገጠው ፡ ቃል ፡ ላይ ፡ ያረጋቸዋል ፤ ከሐዲዎችንም ፡ አላህ ፡ ያሳስታቸዋል ፤ አላህም ፡ የሚሻውን ፡ ይሠራል ።

28 ወደነዚያ ፡ የአላህን ፡ ጸጋ ፡ በክሕደት ፡ ወደ ፡ ለወጡት ፡ ሕዝቦቻቸውንም ፡ በጥፋት ፡ አገር ፡ ወደ ፡ አሰፈሩት ፡ (ወደ ፡ ቁረይቾች) ፡ አላየህምን ?

29 (አገሪቱም) ፡ የሚገባት ፡ ስትኾን ፡ ገሀንም ፡ ናት ፤ ምን ፡ ትከፋም ፡ መርጊያ !

30 ለአላህም ፡ ከመንገዱ ፡ ያሳስቱ ፡ ዘንድ ፡ ባላንጣዎችን ፡ አደረጉለት ፤ (ጥቂትን) ፡ ተጠቀሙ ፡ መመለሻችሁም ፡ ወደ ፡ እሳት ፡ ነው ፡ በላቸው ።

31 ለነዚያ ፡ ላመኑት ፡ ባሮቹ ፡ በርሱ ፡ ውስጥ ፡ ሽያጭና ፡ ወዳጅነት ፡ የሌለበት ፡ ቀን ፡ ከመምጣቱ ፡ በፊት ፡ ሰላትን ፡ በደንቡ ፡ ይሰግዳሉ ፤ ከሰጠናቸውም ፡ ሲሳይ ፡ በምስጢርም ፡ በግልጽም ፡ ይለግሳሉ ። (ሰገዱ ፡ ለግሱም) ፡ በላቸው ።

32 አላህ ፡ ያ ፡ ሰማያትንና ፡ ምድርን ፡ የፈጠረ ፡ ከሰማይም ፡ ውሃን ፡ ያወረደ ፡ በርሱም ፡ ከፍሬዎች ፡ ሲሳይን ፡ ለናንተ ፡ ያወጣ ፡ መርከቦችንም ፡ በፈቃዱ ፡ በባሕር ፡ ላይ ፡ ይንሻሉሉ ፡ ዘንድ ፡ ለናንተ ፡ የገራ ፡ ወንዞችንም ፡ ለናንተ ፡ የገራ ፡ ነው ።

33 ፀሐይንና ፡ ጨረቃንም ፡ ዘወትር ፡ ሼያጆች ፡ ሲኾኑ ፡ ለናንተ ፡ የገራ ፡ ሌሊትንና ፡ ቀንንም ፡ ለናንተ ፡ የገራላችሁ ፡ ነው ።

34 ከለመናችሁትም ፡ ሁሉ ፡ የሰጣችሁ ፡ ነው ፤ የአላህንም ፡ ጸጋ ፡ ብትቆጥሩ ፡ አትዘልቋትም ፤ ሰው ፡ በጣም ፡ በደለኛ ፡ ከሐዲ ፡ ነው ።

35 ኢብራሂምም ፡ ባለ ፡ ጊዜ ፡ (አስታውስ) ፡— ጌታዬ ፡ ሆይ ! ይህንን ፡ አገር ፡ (መካን) ፡ ጸጥተኛ ፡ አድርገው ፤ እኔንም ፡ ልጆቼንም ፡ ጣዖታትን ፡ ከመገዛት ፡ አርቀን ፤

36 ጌታዬ ፡ ሆይ ፡ እነርሱ ፡ (ጣዖታት) ፡ ከሰዎች ፡ ብዙዎችን ፡ አሳስተዋልና ፤ የተከተለኝም ፡ ሰው ፡ እርሱ ፡ ከኔ ፡ ነው ፤ ትእዛዜንም ፡ የጣሰ ፡ ሰው ፡ አንተ ፡ መሐሪ ፡ አዛኝ ፡ ነህ ፤

37 ጌታችን ፡ ሆይ ! እኔ ፡ አዝመራ ፡ በሌለው ፡ ሸለቆ ፡ ውስጥ ፡ በተከበረው ፡ ቤት ፡ (በከፊባ) ፡ አጠገብ ፡ ከዘሮቹ ፡ አስቀምጥሁ ፤ ጌታችን ፡ ሆይ ! ሰላትን ፡ ያቋቁሙ ፡ ዘንድ ፡ (አስቀመጥኳቸው) ፤ ከሰዎችም ፡ ልቦችን ፡ ወደነሱ ፡ የሚናፍቁ ፡ አድርግ ፤ ያመሰግኑህም ፡ ዘንድ ፡ ከፍሬዎች ፡ ስጣቸው ፤

38 ጌታችን ፡ ሆይ ! አንተ ፡ የምንደብቀውንም ፡ የምንገልጸውንም ፡ ሁሉ ፡ በእርግጥ ፡ ታውቃለህ ፤ በአላህም ፡ ላይ ፡ በምድርም ፡ በሰማይም ፡ ምንም ፡ ነገር ፡ አይደበቅም ፤

39 ለዚያ ፡ ከሽምግልና ፡ በኋላ ፡ ኢስማኢልን ፡ ኢስሐቅንም ፡ ለኔ ፡ ለሰጠኝ ፡ አላህ ፡ ምስጋና ፡ ይገባው ፤ ጌታዬ ፡ ልመናን ፡ በእርግጥ ፡ ሰሚ ፡ ነውና ፤

40 ጌታዬ ፡ ሆይ ! ሰላትን ፡ አዘውትራ ፡ የምሰግድ ፡ አድርገኝ ፤ ከዘሮቼም ፡ (አድርግ) ፤ ጌታችን ፡ ሆይ ፡ ጸሎቴንም ፡ ተቀበለኝ ፤


41 ጌታችን ፡ ሆይ ! ለኔም ፡ ለወላጆቼም ፡ ለምእመናንም ፡ ሁሉ ፡ ምርመራ ፡ በሚደረግበት ፡ ቀን ፡ ማር ።

42 አላህንም ፡ በደለኞች ፡ ከሚሠሩት ፡ ግፍ ፡ ዘንጊ ፡ አድርገህ ፡ አታስብ ፤ የሚያቆያቸው ፡ ዓይኖች ፡ በርሱ ፡ እስከሚፈጠሩበት ፡ ቀን ፡ ድረስ ፡ ብቻ ፡ ነው ።

43 (ወደ ፡ ጠሪው ፡ መልአክ) ፡ ቸኳዮች ፡ ራሶቻቸውን ፡ እንጋጣጫችኾነው ፡ (ዓይኖቻቸው ፡ ይፈጣሉ) ፤ ዓይኖቻቸው ፡ ወደነርሱ ፡ አይመለሱም ፤ ልቦቻቸውም ፡ ባደዎች ፡ ናቸው ።

- 44 ሰዎችንም : ቅጣቱ : የሚመጣባቸውን : ቀን : አስፈራራቸው ፤ እነዚያም : የበደሉት ፡— ጌታችን : ሆይ : ወደ : ቅርብ : ጊዜ : ድረስ : አቆየን ፤ ጥሪህን : እንቀበላለንና : መልክተኞቹንም : እንከተላለንና : ይላሉ ፤ ከአሁን : በፊት : (በምድረ : ዓለም) ፤ ለናንተ : ምንም : መወገድ : የላችሁም : በማለት : የማላችሁ : አልነበራችሁምን ? (ይባላሉ) ።
- 45 በነዚያም : ነፍሶቻቸውን : በበደሉት : ሰዎች : መኖሪያ : ውስጥ : ተቀመጣችሁ ፤ በነሱም : እንዴት እንደ : ሠራንባቸው : ለናንተ : ተገለጸላችሁ ፤ ለናንተም : ምሳሌዎችን : ገለጽገላችሁ ።
- 46 (በነቢዩ : ላይ) : ሴራቸውንም : በእርግጥ : አሴሩ ፤ ሴራቸውም : (ቅጣቱ) : አላህ : ዘንድ : ነው : ሴራቸውም : ኮረብታዎች : (ሕግ ጋቶች) : በርሱ : የሚወገዱበት : አልነበረም ።
- 47 አላህንም : መልክተኞቹን : (የገባላቸውን) : ቃል : ኪዳኑን : አፍራሽ : አድርገህ : አታሰብ ፤ አላህ :

- አሸናፊ : የመበቀል : ባለቤት : ነው ።
- 48 ምድር : በሌላ : ምድር : የምትለወጥበትን : ሰማያትም : (እንደ ዚሁ) : አንድ : አሸናፊ : ለኾነው : አላህም : (ፍጡራን : ሁሉ) : የሚገለጹበትን : ቀን : (አስታውሱ) ።
- 49 አመጣኞችንም : በዚያ : ቀን : በሰንሰለቶች : ተቆራኝተው : ታያችዋለህ ።
- 50 ቀሚሶቻቸው : ከካትራም : ናቸው : ፊቶቻቸውንም : እሳት : ትሸፍናችዋለች ።
- 51 አላህ : ነፍስን : ሁሉ : የሠራችውን : ይመነዳ : ዘንድ : (ይህንን : አደረገ) ፤ አላህ : ምርመራው : ፈጣን : ነው ።
- 52 ይህ : (ቁርአን) : ለሰዎች : ገላጭ : ነው ፤ (ሊመክሩበት) : በርሱም : ሊሰፈራሩበት : እርሱም : አንድ : አምላክ : ብቻ : መኾኑን : ሊያውቁበት : የአእምሮ : ባለ : ቤቶችም : ሊገሠጡበት : (የተወረደ) : ነው ።



15ኛ : ስረቱ : አል-ሒጅር : (የሒጅር : ምዕራፍ) : በመካ : የወረደች : ናት ፤ አያትዋ : (አንቀጾችዋ) : 99 : ናቸው ።

- በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም : ርኅሩህ : በጣም : አዛኝ : በኾነው ።
- 1 አ.ሊ.ረ. (አሊፍ : ላም : ራ) : ይህች : (አናቅጽ) : ከመጽሐፉ : አንቀጾችና : ገላጭ : ከኾነው : ቁርአን : ናት ።
- ★ ★ ★
- 2 እነዚያ : የካዱት : (በትንሣኤ : ቀን) : መሰሊሞች : ኾኑ : ናቸው : በብዛት : ይመኛሉ ።
- 3 ተዋቸው : ይብሉ ፤ ይጠቀሙም ፤ ተስፋም : ያዘናጋቸው : በእርግጥም : (መጥፎ : ፍጻሜያቸውን) : ያውቃሉ ።
- 4 ማንኛይቱንም : ከተማ : ለርሷ : የተወሰነ : መጽሐፍ : (ጊዜያት) : ያላት : ኾና : እንጂ : አላጠፋንም፤
- 5 ማንኛይቱም : ሕዝብ : ጊዜዋን : ምንም : አትቀድምም ፤ (ክርሱ) : አይቆዩምም ።
- 6 ፡— አንተ : ያ : በርሱ : ላይ : ቁርአን : የተወረደለት : ሆይ ! አንተ : በእርግጥ : ዕብድ : ነህ : አሉም ።
- 7 ከውነተኞቹ : እንደ : ኾንክ : በመላእክት : (መስካሪ) : ለምን : አትመጣንም : (አሉ) ፤
- 8 መላእክትን : በውነት : (በቅጣት) : እንጂ : አናወርድም ፤ ያን : ጊዜም : የሚቆዩ : አይደሉም ።
- 9 እኛ : ቁርአንን : እኛው : አወረ

- ድነው ፤ እኛም : ለርሱ : ጠባቂዎቹ : ነን ።
- 10 ከአንተም : በፊት : በነበሩት : በመጀመሪያዎቹ : ሕዝቦች : ውስጥ : (መልክተኞችን) : በእርግጥ : ልከናል ።
- 11 ማንኛውም : መልክተኛ : በርሱ : የሚያላግጡበት : ኾነው : እንጅ : አይመጣቸውም : ነበር ።
- 12 እንደዚሁ : (ማስተባበልን) : በአመጣኞቹ : ልቦች : ውስጥ : እናገባለን ።
- 13 በርሱ : አያምኑበትም ፤ የቀድሞዎቹም : ድርጊት : በእርግጥ : አልፋለች ፤ (እንደ : ጠፋ : ይጠፋሉ) ።
- 14 በነርሱም : ላይ : ከሰማይ : ደጃፍን : በከፈትንላቸውና : በርሱ : ሲወጡ : በዋሉ : ኖሮ ፤
- 15 ፡— የተዘጉት : ዓይኖቻችን : ናቸው ፤ እንዲያውም : እኛ : የተደገመብን : ሰዎች : ነን ፤ ባሉ : ነበር ።
- 16 በሰማይም : ላይ : ቡርጂችን : (1) በእርግጥ : አድርገናል ፤ ለተመልካችንም : (በከዋክብት) : አጊጠናታል ።
- 17 ከተባረረ : ሰይጣንም : ሁሉ : ጠብቀናታል ።
- 18 ግን : (ወራ) : መስማትን : የሚሰርቅ : ወዲያውኑ : አብሪ : ኾቦ : ይከተለዋል ። (ያቃጥለዋል) ።

1 በሥራ : ሁሉት : የተከፈሉ : የከዋክብት : መዞሪያዎች : ናቸው ።

19 ምድርንም ፡ ዘረጋናት ፤ በውስጥ ጧም ፡ ኮረብታዎችን ፡ ጣልንባት፤ በውስጥም ፡ (የተለካን) ፡ በቃይ ፡ ሁሉ ፡ አበቀልንባት ።

20 በርሷም ፡ ውስጥ ፡ ለናንተ ፡ መኖሪያዎችንና ፡ ለርሱ ፡ መጋቢዎቹ ፡ ያልኾናችሁትንም ፡ (እንስሳትን) ፡ አደረግንላችሁ ።

21 መካዚኖቹም ፡ (መክፈቻቸው) ፡ እኛ ፡ ዘንድ ፡ ያልኾነ ፡ ምንም ፡ ነገር ፡ የለም ፤ በተወሰነም ፡ ልክ ፡ እንጂ ፡ አናወርደውም ።

22 ነፋሶችንም ፡ (ደመናን) ፡ ተሸካሚዎች ፡ አድርገን ፡ ላክን ፤ ከሰማይም ፡ (ከደመና) ፡ ዝናምን ፡ አወረድን ፤ እርሱንም ፡ አጠጣናችሁ ፤ እናንተም ፡ ለርሱ ፡ አድላቢዎች ፡ አይደላችሁም ።

23 እኛም ፡ ሕያው ፡ የምናደርግና ፡ የምንገድል ፡ እኛው ፡ ብቻ ፡ ነን ፤ እኛም ፡ (ፍጡርን ፡ ሁሉ) ፡ የምንወርስ ፡ (ቀሪ) ፡ ነን ።

24 ከናንተም ፡ ተቀዳሚዎቹን ፡ በእርግጥ ፡ ዐውቀናል ፤ ወደ ፡ ጎላም ፡ ቀሪዎቹን ፡ በእርግጥ ፡ ዐውቀናል።

25 ጌታህም ፡ እርሱ ፡ ይሰበስባችኋል፤ እርሱ ፡ ጥበበኛ ፡ ዐዋቂ ፡ ነውና ።

26 ሰውንም ፡ ከሚቅጨለጨል ፡ ሸክላ ፡ ከሚገማ ፡ ጥቁር ፡ ጭቃ ፡ በእርግጥ ፡ ፈጠርነው ።

27 ጃንንም ፡ (ከሰው) ፡ በፊት ፡ ከእሳት ፡ ነበልባል ፡ ፈጠርነው ።

28 ጌታህም ፡ ለመላእክት ፡ ባለ ፡ ጊዜ ፡ (አስታውስ) ፡— እኔ ፡ ሰውን ፡ ከሚቅጨለጨል ፡ ሸክላ ፡ ከሚገማ ፡ ጭቃ ፡ እፈጥራለሁ ።

29 (ፍጥረቱን) ፡ ባስተካከልኩትና ፡ በውስጡ ፡ ከመንፈሴ ፡ በነፋሁበ

ትም ፡ ጊዜ ፡ (1) ለርሱ ፡ ሰጋጆች ፡ ኾናችሁ ፡ ውደቁ ።

30 መላእክትም ፡ መላውም ፡ ተሰብስበው ፡ ሰገዱ ።

31 ኢብሊስ ፡ (ዲያብሎስ) ፡ ብቻ ፡ ሲቀር ፤ ከሰጋጆቹ ፡ ጋር ፡ ከመኾን ፡ እንቢ ፡ አለ ።

32 (አላህም) ፡— ኢብሊስ ፡ ሆይ ! ከሰጋጆቹ ፡ ጋር ፡ የማትኾን ፡ ላንተ ፡ ምን ፡ ምክንያት ፡ አለህ ፡ አለው ።

33 ፡— ከሚቅጨለጨል ፡ ሸክላ ፡ ከግም ፡ ጭቃ ፡ ለፈጠርከው ፡ ሰው ፡ ልሰግድ ፡ አይገባኝም ፡ አለ ።

34 (አላህ) ፡ አለው ፡— ከርሷም ፡ (2) ውጣ ፤ አንተ ፡ የተባረርክ ፡ ርጉም ፡ ነህና ፤

35 ባንተ ፡ ላይም ፡ እስከ ፡ ፍርድ ፡ ቀን ፡ ድረስ ፡ ርግማን ፡ አለብህ ።

36 ፡— ጌታዬ ፡ ሆይ ፡ እንግዲያስ ፡ (ሰዎች) ፡ እስከሚቀሰቀሱበት ፡ ቀን ፡ ድረስ ፡ አቆየኝ ፡ አለ ።

37 (አላህም) ፡ አለ ፡— አንተ ፡ ከሚቆዩት ፡ ነህ ፡

38 እስከ ፡ ታወቀው ፡ ወቅት ፡ ቀን ፡ ድረስ ።

39 (ኢብሊስ) ፡ አለ ፡— ጌታዬ ፡ ሆይ ! እኔን ፡ በማጥመምህ ፡ ይኾንብኝ ፡ ለነርሱ ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ (ኅጢአትን) ፡ እሸልምላቸዋለሁ ፤ መላቸውን ፡ አጠማቸውም ፡ አለሁ ፤

40 ከነርሱ ፡ ፍጹሞቹ ፡ ባሮችህ ፡ ብቻ ፡ ሲቀሩ ።

41 (አላህም) ፡ አለ ፡— ይህ ፡ በኔ ፡

1 ነፍስ ፡ በወራሁበት ፡ ጊዜ ።
2 ከገንት ፡ ወይም ፡ ከሰማያት ።

ላይ ፡ (መጠበቁ ፡ የተገባ) ፡ ቀጥተኛ ፡ መንገድ ፡ ነው ።

42 እነሆ ፡ ባሮቹ ፡ በነርሱ ፡ ላይ ፡ ላንተ ፡ ስልጣን ፡ የለህም ፤ ከጠማሞቹ ፡ የተከተለህ ፡ ሰው ፡ ብቻ ፡ ሲቀር ።

43 ገሀነምም ፡ (እርሱና ፡ ለተከተሉት) ፡ ለመላውም ፡ በእርግጥ ፡ ቀጠሯቸው ፡ ናት ፤

44 ለርሷ ፡ ሰባት ፡ ደገፎች ፡ አሏት ፤ ለየደጃፋም ፡ ሁሉ ፡ ከነሱ ፡ የተከፈለ ፡ ፋንታ ፡ ነው ።

45 እነዚያ ፡ (ከኅጢአት) ፡ የተጠነቀቁት ፡ በአትክልት ፡ ጥፍ ፡ በምንጮች ፡ ውስጥ ፡ ናቸው ።

46 ጸጥተኞች ፡ ኾናችሁ ፡ በሰላም ፡ ግቧት ፡ (ይባላሉ) ።

47 ባልጋዎችም ፡ ላይ ፡ ፊት ፡ በፊት ፡ የሚቅጣጩ ፡ ወንድማማቾች ፡ ኾነው ፡ በደረቶቻቸው ፡ ውስጥ ፡ ከቁም ፡ ያለውን ፡ ሁሉ ፡ እናስወግዳለን ።

48 በርሷም ፡ ውስጥ ፡ ድካም ፡ አይነካቸውም ፤ እነሱም ፡ ከርሷ ፡ የሚወጡ ፡ አይደሉም ።

49 ባሮቹን ፡ እኔ ፡ መላሪው ፡ አዛኙ ፡ እኔው ፡ ብቻ ፡ መኾኔን ፡ ንገራቸው ፤

50 ቅጣቱም ፡ እርሱ ፡ አሳማሚ ፡ ቅጣት ፡ መኾኑን ፡ (ንገራቸው) ።

51 ከኢብራሂም፡እንግዲያችሁ(ወሬ) ፡ ንገራቸው ።

52 በርሱ ፡ ላይ ፡ በገቡና ፡ ሰላም ፡ ባሉት ፡ ጊዜ ፡ የኾነውን ፡ (አስታውስ) ። (እርሱም) ፡— እኛ ፡ ከናንተ ፡ ፈሪዎች ፡ ነን ፡ አላቸው ።

53 ፡— አትፍራ ፤ እኛ ፡ ዐዋቂ ፡ በኾን ፡ ወንድ ፡ ልጅ ፡ እናበስርሃለን ፤ አሉት ።

54 ፡— እርጅና ፡ የደረሰብኝ ፡ ከመኾኔ ፡ ጋር ፡ አበሰራችሁኝን ? በምን ፡ ታበስሩኛላችሁ ? አለ ።

55 ፡— በውነት ፡ አበሰርንህ ፤ ከተሰፋ ፡ ቆራጮችም ፡ አትኾን ፡ አሉ ።

56 ከጠማማዎችም ፡ በስተቀር ፡ ከጌታው ፡ እዝነት ፡ ተሰፋን ፡ የሚቆርጥ ፡ ማነው ? አለ ።

57 ፡— እላንተ ፡ መልክተኞች ፡ ሆይ ! እረ ፡ ለመኾኑ ፡ ነገራችሁ ፡ ምንድን ፡ ነው ? አለ ።

58 ፡— እኛ ፡ አመጣኞች ፡ ወደገንጠሎች ፡ ሕዝቦች ፡ ተልከናል ፡ አሉት ፤

59 የሉጥ ፡ ቤተሰቦች ፡ ብቻ ፡ ሲቀሩ ፡ (እነርሱን) ፡ እኛ ፡ ሁላቸውንም ፡ በእርግጥ ፡ የምናድናቸው ፡ ነን ፤

60 ሚስቱ ፡ ብቻ ፡ ስትቀር ፤ እርሷን ፡ (በቅጣቱ ፡ ውስጥ) ፡ ከሚቀሩት ፡ መኾኗን ፡ ወስነናል ፡ (አሉ) ።

61 መልክተኞቹም ፡ የሉጥን ፡ ቤተሰቦች ፡ በመጡባቸው ፡ ጊዜ ፤

62 (ሉጥ) ፡— እናንተ ፡ የተሳታችሁ ፡ (1) ሕዝቦች ፡ ናችሁ ፡ አላቸው ።

63 አይደለም ፡ እኛ ፡ ሕዝቦችህ ፡ በርሱ ፡ ይጠራጠሩበት ፡ በነበሩት ፡ ቅጣት ፡ መጣንህ ፡ አሉት ።

64 እውነትንም ፡ ይዘን ፡ መጣንህ ፤ እኛም ፡ በእርግጥ ፡ እውነተኞች ፡ ነን ።

65 ከቤተሰብህም ፡ ጋር ፡ በሌሊቱ ፡ ከፊል ፡ ሺድ ፤ ከጎሳቸውም ፡ ተከተል ፤ ከናንተም ፡ አንድም ፡ ሰው ፡ ወደ ፡ ጎላው ፡ አይገላመጥ ፤ ወደ ፡ ታዘዛችሁበትም ፡ ስፍራ ፡ እለፋ ፡ (አሉት) ።

1 የማናውቃችሁ ።

66 ወደርሱም ፣ ያንን ፣ ትእዛዝ ፣ አወ
 ረድን ፤ (እርሱም) ፣ የነዚህ ፣ (ሕዝ
 ቦች) ፣ መጨረሻ ፣ ያነጉ ፣ ሲኾኑ ፣
 (ስራቸው) ፣ መቆረጥ ፣ ነው ።

67 የከተማይቱም ፣ ሰዎች ፣ የሚበላ
 ሰሩ ፣ ኾነው ፣ መጡ ።

68 (ሉጥም) ፣ አለ ፣— እነዚህ ፣ እንግ
 ዶቼ ፣ ናቸውና ፣ አታጋልጡኝ ፤

69 አላህንም ፣ ፍሩ ፤ አታሳፍሩኝም ።

70 ፣—ከዓለማት ፣ (ማንንም ፣ እንዳታ
 ስተናግድ) ፣ አልከለከልንህምን ?
 አሉት ።

71 (ሉጥም) ፣— እነኝህ ፣ ሴቶች፡
 ልጆቼ ፣ ናቸው ፤ ሠሪዎች ፣ ብት
 ኾኑ ፣ (አግቧቸው) ፣ አለ ።

72 በዕድሜህ ፣ እንምላለን ፣ እነሱ ፣
 በእርግጥ ፣ በስካራቸው ፣ ውስጥ ፣
 ይዋልላሉ ።

73 ጩኸቲቱም ፣ ፀሐይ ፣ የወጣችባ
 ቸው ፣ ሲኾኑ ፣ ያዘቻቸው ።

74 ላይዋንም ፣ ከታችዋ ፣ አደረግን ፤
 በነሱም ፣ ላይ ፣ የሸክላ ፣ ደንጊ
 ያዎችን ፣ አዘነብንባቸው ።

75 በዚህ ፣ ውስጥ ፣ ለተመልካቾች ፣
 በእርግጥ ፣ መገምገሚያዎች ፣ አሉ
 በት ።

76 እሷም ፣ (ከተማይቱ) ፣ በቀጥታ ፣
 መንገድ ፣ ላይ ፣ ናት ።

77 በዚህ ፣ ውስጥ ፣ በእርግጥ ፣ ለምእ
 ምናን ፣ መገሰሚ ፣ አለ ።

78 እነሆ ፣ የአይከት ፣ (1) ሰዎችም ፣
 በእርግጥ ፣ በዳዮች ፣ ነበሩ ፤

79 ከነሱም ፣ ተበቀልን ፣ (2) ሁለ
 ቱም ፣ (የሉጥና ፣ የአይከት ፣ ሕዝ

ቦች ፣ ከተሞች) ፣ በእርግጥ ፣ በግ
 ልጽ ፣ መንገድ ፣ ላይ ፣ ናቸው ።

80 የሒጅርም ፣ (1) ሰዎች ፣ መልክተ
 ችቹን ፣ በእርግጥ ፣ አስተባበሉ ።

81 ታምራታችንንም ፣ ሰጠናቸው ፤
 ከርሷም ፣ ዘንጊዎች ፣ ነበሩ ።

82 ከኮረብታዎችም ፣ ቤቶችን ፣ ጸጥ
 ተኞች ፣ ኾነው ፣ ይጠርቡ ፣ ነበር ።

83 ያነጉም ፣ ሲኾኑ ፣ ጩኸት ፣ ያዘ
 ቻቸው ፤ (ወደሙ) ።

84 ይሠሩትም ፣ የነበሩት ፣ ሕንጻ ፣
 ምንም ፣ አልጠቀማቸውም ።

85 ሰማያትንና ፣ ምድርንም ፣ በመካከ
 ላቸው ፣ ያለውንም ፣ ሁሉ ፣ በው
 ነት ፣ እንጂ ፣ (በላግጣ) ፣ አልፈጠ
 ርንም ፤ ሰዓቲቱም ፣ በእርግጥ ፣
 መጪ ፣ ናት ፤ መልካምንም ፣ ይቅ
 ርታ ፣ አድርግላቸው ።

86 ጌታህ ፣ እርሱ ፣ (ያልነበረን) ፣
 ፈጣሪው ፣ ዐዋቂው ፣ ነው ።

87 ከሚደጋገሙ ፣ የኾኑን ፣ ሰባትንና ፣
 ታላቁንም ፣ ቁርአን ፣ (በሙሉ) ፣
 በእርግጥ ፣ ሰጠንህ ።

88 ከነርሱ ፣ (ከከሓዲዎች) ፣ ብዙዎ
 ችን ፣ ወገኖች ፣ በርሱ ፣ ወደ ፣ አጣ
 ቀምንበት ፣ ጸጋ ፣ ዓይኖችህን ፣
 አትዘርጋ ፤ በነሱም ፣ ላይ ፣ (ባያ
 ምኑ) ፣ አትዘን ፤ ከንፍህንም ፣ ለም
 እምናን ፣ አለዝብ ።

89 በልም ፣— እኔ ፣ ግልጽ ፣ አስፈራ
 ሪው ፣ እኔ ፣ ነኝ ፤

90 (ሰዎችን ፣ ለማገድ ፣ የመካን ፣
 በሮች) ፣ በተከፋፈሉት ፣ ላይ ፣
 እንደ ፣ አወረድነው ፣ (በኾነ ፣
 ቅጣት ፣ አስፈራሪያችሁ ፣ ነኝ ፣
 በል) ።

1 የዛፍ ፣ ወይም ፣ የጫካ ፣ ወይም ፣ የከተማ ፣
 ስም ፣ ናት ።
 2 በሙቀትና ፣ በእሳት ፣ ዝናም ፣ ቀሠፍናቸው።

1 በመዲናና ፣ በሻም ፣ መካከል ፣ የሚገኝ ፣
 ሸለቆ ፣ ነው ።

91 (እነርሱም) ፣ እነዚያ ፣ ቁርአንን ፣ ከ
 ፍልፍሎች ፣ ያደረጉ ፣ ናቸው ። (1)

92 በጌታህም ፣ እንምላለን ፤ ሁላቸው
 ንም ፣ እንጠይቃቸዋለን ፤

93 ይሠሩት ፣ ከነበሩት ፣ ነገር ፣ ሁሉ ።

94 የታዘዘከበትንም ፣ ነገር ፣ በያፋ ፣
 ግለጽ ፣ አጋሪዎችንም ፣ ተዋቸው።

95 ተሳላቂዎችን ፣ ሁሉ ፣ እኛ ፣ በቅተ
 ንሃል ።


1 ከፊሉ ፣ ደግሞት ፣ ከፊሉ ፣ ጥንቆላ ፣ ከፊሉ ፣
 ቅኔ ፣ በግለት ።

96 (እነሱም) ፣ እነዚያ ፣ ከአላህ ፣
 ጋር ፣ ሌላ ፣ አምላክን ፣ ያደረጉ ፣
 ናቸው ፤ በእርግጥም ፣ (ፍጹሚያቸ
 ውን) ፣ ወደፊት ፣ ያውቃሉ ።

97 አንተም ፣ በሚሉት ፣ ነገር ፣ ልብህ ፣
 የሚጠብ ፣ መኾኑን ፣ በእርግጥ ፣
 እናውቃለን ።

98 ጌታህንም ፣ ከማመስገን ፣ ጋር ፣
 አጥራው ፣ ከሰጋጆቹም ፣ ኹን ።

99 እውነቱም ፣ (ሞት) ፣ እስኪመ
 ጣህ ፣ ድረስ ፣ ጌታህን ፣ ተገዛ ።



በአላህ ፣ ስም ፣ እጅግ ፣ በጣም ፣
 ርገሩህ ፣ በጣም ፣ አዛኝ ፣ በሆነው ።

1 የአላህ ፣ ትእዛዝ ፣ መጣ ፣ ስለዚህ ፣
 አታስቸኩሉት ፤ ከማይገባው ፣
 ሁሉ ፣ ጠራ ፣ ከሚያጋሩትም ፣
 ሁሉ ፣ ላቀ ፤

2 ከባሮቹ ፣ በሚሻው ፣ ሰው ፣ ላይ ፣
 መላእክትን ፣ ከራእይ ፣ ጋር ፣ በፈ
 ቃዱ ፣ ያወርዳል ፤ (ከሓዲዎችን ፣
 በቅጣት) ፣ አስጠንቅቁ ፤ እነሆ ፣
 ከኔ ፣ በቀር ፣ ሌላ ፣ አምላክ ፣ የለም ፣
 ፍሩኝም ፣ ማለትን ፣ (አስታውቁ ፣
 በማለት ፣ ያወርዳል) ።

3 ሰማያትንና ፣ ምድርን ፣ በውነት ፣
 ፈጠረ ፣ ከሚያጋሩት ፣ ሁሉ ፣
 ጠራ ።

4 ሰውን ፣ ከፍትወት ፣ ጠብታ ፣
 ፈጠረው ፤ ከዚያም ፣ እርሱ ፣ ወዲ

ያውኑ ፣ (ትንግሥት ፣ በመካድ) ፣
 ግልጽ ፣ ተከራካሪ ፣ ይኾናል ።

5 ግመልን ፣ ከብትን ፣ ፍየልንም ፣
 በርሷ ፣ (ብርድ ፣ መከላከያ) ፣
 ሙቀት ፣ ጥቅሞችም ፣ ያለባት ፣
 ስትኾን ፣ ለናንተ ፣ ፈጠረላችሁ ፤
 ከርሷም ፣ ትበላላችሁ ።

6 ለናንተም ፣ ዘርሷ ፣ ወደ ፣ ማረፊ
 ያዋ ፣ በምትመልሷት ፣ ጊዜ ፣ በም
 ታሰማሩዋትም ፣ ጊዜ ፣ ውበት ፣
 አላችሁ ።

7 ጉዋዞቻችሁንም ፣ በነፍሶች ፣ ች
 ግር ፣ እንጂ ፣ ወደማትደርሱበት ፣
 አገር ፣ ትሸከማላች ፤ ጌታችሁ ፣
 በእርግጥ ፣ ርገሩን ፣ አዛኝ ፣
 ነውና ።

8 ፈረሶችንም ፣ በቅሎዎችንም ፣ አህ
 ዮችንም ፣ ልትቀመጡዋቸውና፡

ልታጌጡባቸው : (ፈጠረላችሁ) ፤ የማታውቁትንም : ድንቅ : ነገር : ይፈጥራል ።

9 በአላህም : ላይ : (በችሮታው) : ቀጥተኛውን : መንገድ : መግለጽ : አለበት ፤ ከርሷም : (ከመንገድ) : ጠማማ : አልለ ፤ በሻም : ኖሮ : ሁላችሁንም : በእርግጥ : ባቀናችሁ : ነበር ።

10 እርሱ : ያ : ከሰማይ : ውሃን : ያወረደ : ነው ፤ ከርሱ : ለናንተ : መጠጥ : አላችሁ ፤ ከርሱም : (እንስሳዎችን) : በርሱ : የምታሰማሩ በት : ዛፍ : (ይበቅልበታል) ።

11 በርሱ : ለናንተ : አዝመራን : (የዘይት) : ወይራንም : ዘምባባዎችንም : (ተምርን) : ወይኖችንም : ከፍሬዎችም : ሁሉ : ያበቅልላችኋል ፤ በዚህ : ውስጥ : ለሚያስተነትኑ : ሕዝቦች : በእርግጥ : ታምር : አልለ ።

12 ለናንተም : ሌሊትንና : ቀንን : ፀሐይንና : ጨረቃንም : ገራላችሁ ፤ ከዋክብትም : በፈቃዱ : የተገሩ : ናቸው ፤ በዚህ : ውስጥ : ለሚያውቁ : ሕዝቦች : በእርግጥ : ታምራቶች : አልሉ ።

13 በምድርም : ላይ : መልኮቹ : የተለያዩ : ኾኖ : ለናንተ : የፈጠረላችሁን : ሁሉ : (ገራላችሁ) ፤ በዚህ : ውስጥ : ለሚገሠጡ : ሕዝቦች : በእርግጥ : ታምር : አልለ ።

14 እርሱም : ያ : ባሕርን : ከርሱ : እርጥብ : ስጋን : ልትበሉና : ከርሱም : የምትለብሱትን : ጌጣጌጥ : ታወጡ : ዘንድ : የገራ : ነው ፤ መርከቦችንም : በውስጡ : (ውሃውን) : ቀዳጆች : ኾነው : (ሲንሻለሉ) : ታያላህ ፤ ከችሮታው :

ልትፈልጉና : ልታመሰግኑም : (ገራላችሁ) ።

15 በምድርም : ውስጥ : በናንተ : እንዳታረገርግ : ተራራዎችን : ጣለባት ፤ ጂረቶችንም : መንገዶችንም : ትመሩ : ዘንድ : (አደረገ) ።

16 ምልክቶችንም : (አደረገ) ፤ በከዋክብትም : እነሱ : ይመራሉ ።

17 የሚፈጥር : እንደማይፈጥር : ነውን ? አትገሠጹምን ?

18 የአላህንም : ጸጋ : ብትቆጥሩ : አትዘልቁትም ፤ አላህ : በእርግጥ : መሐሪ : አዛኝ : ነውና ።

19 አላህም : የምትደብቁትንና : የምትገልጹትን : ሁሉ : ያውቃል ።

20 እነዚያም : ከአላህ : ሌላ : የምትግገዟቸው : ምንንም : አይፈጥሩም ፤ እነርሱም : ይፈጠራሉ ፤

21 ሕያው : ያልኾኑ : ሙታን : ናቸው ፤ መቼ : እንደሚቀሰቀሱም : አያውቁም ።

22 አምላካችሁ : አንድ : አምላክ : ብቻ : ነው ፤ እነዚያም : በመጨረሻይቱ : ዓለም : የማያምኑት : ልቦቻቸው : ከሐዲዎች : ናቸው ፤ እነሱም : የኮሩ : ናቸው ፤ (አያምኑም) ።

23 አላህ : የሚደብቁትንና : የሚገልጹትን : ሁሉ : የሚያውቅ : ለመኾኑ : ጥርጣሬ : የለበትም ፤ እርሱ : ኩሩዎችን : አይወድም ።

24 ለእነርሱም : ጌታችሁ : (በሙሐመድ : ላይ) : ምንን : አወረደ : በተባሉ : ጊዜ : (እርሱ) : የመጀመሪያዎቹ : ሕዝቦች : ተረቶች : ነው : ይላሉ ።

25 (ይህንንም : የሚሉት) : በትንሣኤ : ቀን : ጎጠአቶቻቸውን :

በሙሉ : ከነዚያም : ያለ : ዕውቀት : ኾነው : ከሚያጠሟቸው : ሰዎች : ጎጠአቶች : ከፊሉን : ሊሸከሙ : ነው ፤ ንቁ : የሚሸከሙት : ኃጢአት : ምንኛ : ከፋ !

26 እነዚያ : ከነሱ : (ከቁረይሾች) በፊት : የነበሩት : በእርግጥ : መከሩ ፤ አላህም : ሕንጻዎቻቸውን : ከመሠረቶቻቸው : አፈረሰ ፤ ጣሪያውም : በነሱ : ላይ : ከበላያቸው : ወደቀባቸው ፤ ቅጣቱም : ከማያውቁት : ስፍራ : መጣባቸው ።

27 ከዚያም : በትንሣኤ : ቀን : ያዋርዳቸዋል ፤ እነዚያም : በነሱ : (ጉዳይ) : ትከራከሩኝ : የነበራችሁት : ተጋሪዎቼ : የት : ናቸው ? ይላችኋል ፤ እነዚያ : ዕውቀትን : የተሰጡት : -ዛሬ : ሐፍረቱና : ቅጣቱ : በእርግጥ : በከሐዲዎች : ላይ : ነው : ይላሉ ።

28 (እነርሱ) : እነዚያ : ነፍሶቻቸውን : በዳይ : ኾነው : መላእክት : የሚገድሏቸው : ናቸው ፤ ከክፉ : ሥራ : ምንም : ነገር : የምንሠራም : አልነበርን : (ሲሉ) : ታዛኾንታቸውን : ይገልጻሉ ፤ በውነት : አላህ : ትሠሩት : የነበራችሁትን : ነገር : ዐዋቂ : ነው : (ይባላሉ) ።

29 የገህነምንም : ደጃፎች : በውስጡ : ዘውታሪዎች : ስትኾኑ : ግቡ : (ይባላሉ) ። የኩሩዎችም : መኖሪያ : (ገህነም) : በእርግጥ : ከፋች !

30 ለእነዚያም : ለተጠነቀቁት : ጌታችሁ : ምንን : ነገር : አወረደ ? ተባሉ ፤ መልካምን : ነገር : አሉ ፤ ለእነዚያ : ደግ : ለሠሩት : በዚህች : በቅርቢቱ : ዓለም : መልካም :

ነሮ : አላቸው ፤ የመጨረሻይቱም : አገር : በእርግጥ : በላጭ : ናት ፤ የጥንቁቆቹም : አገር : ምን : ታምር !

31 (እርሷም) : የሚገቡዋትና : በሥርዋ : ወንዞች : የሚፈሉባት : ስትኾን : የመኖሪያ : አትክልቶች : ናት ፤ ለነሱም : በውስጡ : የሚሹት : ሁሉ : አላቸው ፤ እንደዚሁ : አላህ : ጥንቁቆችን : ይመነዳል ።

32 እነዚያ : በመልካም : ኹኔታ : ላይ : ኾነው : መላእክት : ሰላም : በናንተ : ላይ : እያሉ : የሚገድሏቸው : ናቸው ፤ ትሠሩት : በነበራችሁት : ሥራ : ገነትን : ግቡ : (ይባላሉ) ።

33 (ከሐዲዎች) : መላእክት : ወደነሱ : መምጣትን : ወይም : የጌታህ : ትእዛዝ : መምጣቱን : እንጂ : አይጠባበቁም ፤ ከነሱ : በፊት : የነበሩት : እንደዚህ : ሠርተዋል ፤ አላህም : አልበደላቸውም ፤ ግን : ነፍሶቻቸውን : የሚበድሉ : ነበሩ ።

34 የሠሩዋቸውም : ጎጠአቶች : (ቅጣት) : አገኛቸው ፤ በርሱም : ይላሉቁበት : የነበሩት : ሁሉ : በነሱ : ላይ : ወረደባቸው ።

35 እነዚያም : (ጣቦታትን) : ያጋሩት : አላህ : በሻ : ኖሮ : ከርሱ : ሌላ : እኛም : አባቶቻችንም : ምንንም : ባልተገዛን : ነበር ፤ ያለርሱም : (ትእዛዝ) : ምንንም : እርም : ባላደረግን : ነበር : አሉ ፤ እነዚያም : ከነሱ : በፊት : የነበሩት : እንደዚሁ : ሠሩ ፤ በመልክተኞቹም : ላይ : ግልጽ : ማድረስ : ብቻ : እንጂ : ሌላ : የለባቸውም ።

36 በየሕዝቡም : ሁሉ : ውስጥ : አላ ህን : ተገዙ ፤ ጣዖትንም : ራቁ ፤ በማለት : መልክተኛን : በእርግጥ : ልክናል ፤ ከነሱም : ውስጥ : አላህ : ያቀናው : ሰው : አልለ ፤ ከነሱም : ውስጥ : በርሱ : ላይ : ጥመት : የተረጋገጠበት : ሰው : አልለ ፤ በምድርም : ላይ : ኸዱ ፤ የአስተባባዮችም : መጨረሻ : እንዴት : እንደ : ነበረ : ተመልከቱ #

37 በመቅናታቸው : ላይ : ብትጓጓ : (ምንም : ልታደርግ : አትችልም)፤ አላህ : የሚጠመውን : ሰው : (1) አያቀናውምና ፤ ለነሱም : ከረዳቶች : ምንም : የላቸውም #

38 ጥብቅ : መሐሎቻቸውንም : አላህ : የሚሞትን : ሰው : አያስነሳም : ሲሉ : በአላህ : ስም : ማሉ ፤ ሐሰት : ነው : (ያስነሳቸዋል) ፤ በርሱ : ላይ : ቃል : ኪዳን : ገብቷል ፤ አረጋግጧል ፤ ግን : አብዛኞቹ : ሰዎች : አያውቁም #

39 (የሚቀሰቅሳቸውም) : ለነሱ : ያንን : በርሱ : የሚልለያዩበትን : ሊገልጽላቸው ፤ እነዚያ : የካዱትም : እነሱ : ውሸታዎች : የነበሩ : መኾናቸውን : እንዲያውቁ : ነው #

40 ለማንኛውም : ነገር : (መኾኑን) : በሻነው : ጊዜ : ቃላትን : ለርሱ : ኾን : ማለት : ብቻ : ነው ፤ ወዲያውም : ይኾናል #

41 እነዚያም : ከተበደሉ : በኋላ : በአላህ : (መንገድ : ላይ) : የተሰደዱት : በቅርብ : ዓለም : መልካሚቱን : አገር : (መዲናን) : በእርግጥ : እናሰፍራቸዋለን ፤ የመ

ጨረሻይቱም : ዓለም : ምንዳ : ታላቅ : ነው ፤ (ከሐዲዎች) : በያውቁ : ኖሮ : (በተከተሏቸው : ነበር) #

42 (እነርሱ) : እነዚያ : የታገሙት : በጌታቸውም : ላይ : የሚጠጉት : ናቸው #

43 ከአንተም : በፊት : ወደነሱ : ወሕይን : (ራእይን) : የምናወርድላቸውን : ሰዎችን : እንጂ : ሌላን : አልላክንም ፤ የማታውቁም : ብትኾኑ : የዕውቀትን : ባለቤቶች : ጠይቁ #

44 በግልጽ : ማስረጃዎችና : በመጻሕፍት : (ላክናቸው) ፤ ወደ : አንተም : ለሰዎች : ወደነሱ : የተወረደውን : (ፍች) : ልትገልጽላቸውና : ያስተነትኑም : ዘንድ : ቁርአንን : አወረድን #

45 እነዚያ : መጥፎዎችን : የደለቱ : አላህ : በነሱ : ምድርን : የሚገለብጥባቸው : ወይም : ከማያውቁት : ስፍራ : ቅጣት : የሚመጣባቸው : መኾኑን : አይፈሩምን ?

46 ወይም : (ካገር : ወደ : አገር) : በሚዛወሩበት : ጊዜ : የሚይዛቸው : መኾኑን : (አይፈሩምን ?) እነሱም : አሸናፊዎች : አይደሉም #

47 ወይም : ቀስ : በቀስ : በማጉደል : ላይ : የሚይዛቸው : መኾኑን : (አይፈሩምን ?) ጌታችሁም : በእርግጥ : ርኅሩኅ : አዛኝ : ነው #

48 ወደዚያ : ከማንኛውም : ነገር : አላህ : ወደ : ፈጠረው : ጥላዎቹ : እነርሱ : የተዋረዱ : ሲኾኑ : ለአላህ : ሰጋጆች : ኾነው : ከቀኝና : ከግራዎች : ወደሚዛወሩት : አላዩምን ?

1 እንዲጠም : የሻውን : ሰው #

49 ለአላህም : በሰማያት : ያለው : ከተንቀሳቃሽም : በምድር : ያለው : ሁሉ : መላእክትም : ይሰግዳሉ ፤ እነርሱም : አይኮሩም #

50 ጌታቸውን : ከበላያቸው : ሲኾን : ይፈሩታል ፤ የታዘዙትንም : ሁሉ : ይሠራሉ #

51 አላህም : አለ :— ሁለት : አማልክትን : አትያዙ ፤ እርሱ : አንድ : አምላክ : ብቻ : ነው ፤ እኔንም : ብቻ : ፍሩ #

52 በሰማያትና : በምድር : ያለው : ሁሉ : የርሱ : ብቻ : ነው ፤ መገዛትም : ዘወትር : ሲኾን : ለርሱ : ብቻ : ነው ፤ ከአላህም : ሌላ : ያለን : ትፈራላችሁን ?

53 ማንኛውም : በናንተ : ላይ : ያለው : ጸጋ : ከአላህ : ነው ፤ ከዚያም : ችግር : በደረሰባችሁ : ጊዜ : ወደርሱ : ብቻ : ትመሃላችሁ #

54 ከዚያም : ከናንተ : ላይ : ችግርን : ባነሳላችሁ : ጊዜ : ከናንተው : የኾኑ : ጭፍሮች : ወዲያውኑ : በጌታቸው : (ጣዖትን) : ያጋራሉ #

55 (የሚያጋሩትም) : በሰጠናቸው : ሊክዱ : ነው ፤ ተጠቀሙም : ወደ ፊትም : (የሚደርስባችሁን) : በእርግጥ : ታውቃላችሁ #

56 ለማያውቁትም : (ጣዖታት) : ከሰጠናቸው : ሲሳይ : ፈንታን : ያደርጋሉ ፤ በአላህ : እምላሊሁ ፤ ትቀጣጥፉት : ከነበራችሁት : ሁሉ : በእርግጥ : ትጠየቃላችሁ #

57 ለአላህም : (ከመላእክት) : ሴቶች : ልጆችን : ያደርጋሉ ፤ ጥራት : ተገባው ፤ ለእርሱም : የሚፈልጉትን : (ወንዶች : ልጆችን) : ያደርጋሉ #

58 አንዳቸውም : በሰት : ልጅ : በተበሰረ : ጊዜ : እርሱ : የተቆጨ : ኾኖ : ፊቱ : ጠቀሮ : ይውላል #

59 በርሱ : ከተበሰረበት : ነገር : መጥፎነት : በውርደት : ላይ : ኾኖ : ይያዘውን ? ወይስ : በዐፈር : ውስጥ : ይደብቀውን ? (በማለት : እያምታታ) : ከሰዎች : ይደበቃል፤ ንቁ : የሚፈርዱት : (ፍርድ) : ምንኛ : ከፋ !

60 ለነዚያ : በመጨረሻይቱ : ዓለም : ለማያምኑት : መጥፎ : ጠባይ : አላቸው ፤ ለአላህም : ታላቅ : ባሕርይ : አለው ፤ እርሱም : አሸናፊው : ጥበበኛው : ነው #

61 አላህም : ሰዎችን : በበደላቸው : በያዛቸው : ኖሮ : በርሷ : (በምድር) : ላይ : ከተንቀሳቃሽ : ምንንም : ባልተወ : ነበር ፤ ግን : እስከ : ተወሰነ : ጊዜ : ድረስ : ያቆያቸዋል ፤ ጊዜያቸውም : በመጣ : ወቅት : አንዲትን : ሰዓት : አይቆዩም ፤ አይቀደሙምም #

62 ለአላህም : የሚጠሉትን : ነገር : ያደርጋሉ : (1) ለነሱም : መልካሚቱ : (አገር) : አለቻቸው : በማለት : ምላሶቻቸው : ውሸትን : ይናገራሉ ፤ ለነሱ : እሳት : ያለቻቸው : መኾናቸውና : እነሱም : (ወደርሷ) : በቅድሚያ : የሚነዱ : መኾናቸው : ጥርጥር : የለበትም #

63 በአላህ : እንምላለን : ካንተ : በፊት : ወደ : ነበሩት : ሕዝቦች : በእርግጥ : (መልክተኞችን) : ልክናል ፤ ሰይጣንም : ለነርሱ : ሥራዎቻቸውን : ሸለመላቸው ፤ እርሱም : ዛሬ : ረዳታቸው : ነው ፤

1 ሴት : ልጅ : ተጋሪዎች : አለው : ይላሉ #

ለነሱም : (ኋላ) : አሳማሚ : ቅጣት : አላቸው ።

64 ባንተም : ላይ : መጽሐፉን : አላ ወረድንም ፤ ያንን : በርሱ : የተለ ያዩበትን : ለነርሱ : ልታብራራላቸውና : ለሚያምኑትም : ሕዝቦች : መሪና : እዝነት : ሊኾን : እንጂ ።

65 አላህም : ከሰማይ : ውሃን : አወረደ ፤ በርሱም : ምድርን : ከሞተች : በኋላ : ሕያው : አደረገ ፤ በዚህ : ውስጥ : ለሚሰሙ : ሕዝቦች : በእርግጥ : ታምር : አልለ ።

66 ለናንተም : በግመል : በከብት : በፍየል : በእርግጥ : መገምገሚያ : አልላችሁ ፤ በሆዶቹ : ውስጥ : ካለው : ከፈርስና : ከደም : መካከል : ጥሩ : ወተትን : ለጠጪዎች : ተዋጭ : ሲኾን : እናጠጣችኋለን ።

67 ከዘምባባዎችና : ከወይናችም : ፍሬዎች : (እንመግባችኋለን) ፤ ከርሱ : ጠጅንና : መልካም : ምግብንም : ትሠራላችሁ ። በዚህም : ውስጥ : ለሚያስቡ : ሕዝቦች : በእርግጥ : ታምር : አልለ ።

68 ጌታህም : ወደ : ንብ : እንዲህ : ሲል : አስታወቀ :— ከተራራዎች : ከዛፍም : (ሰዎች) : ከሚሠሩትም : (ቀር) : ቤቶችን : ያዠር ።

69 ከዚያም : ከፍሬዎች : ሁሉ : ብይ፤ የጌታሽንም : መንገዶች : (ላንቺ) : የተገሩ : ሲኾኑ : ግቢ ፤ ከሆዶችፍ : መልኮቹ : የተለያዩ : መጠጥ : ይወጣል ፤ በርሱ : ውስጥ : ለሰዎች : መድኃኒት : አለበት ፤ በዚህ : ውስጥ : ለሚያስተነትኑ : ሕዝቦች : በእርግጥ : ታምር : አለበት ።

70 አላህም : ፈጠራችሁ ፤ ከዚያም : ይገድላችኋል ፤ ከናንተም : ከዕውቀት : በኋላ : ምንንም : ነገር : እንዳያውቅ : ወደ : ወራዳ : ዕድሜ : የሚመለስ : ሰው : አልለ፤ አላህ : ዐዋቂ : ቻይ : ነው ።

71 አላህም : ከፈላችሁን : በከፊሉ : ላይ : በሲሳይ : አበለጠ ፤ እነዚያም : በላጭ : የተደረጉት : ሲሳያቸውን : እጆቻቸው : በያዙዋቸው : (ባርች) : ላይ : እነሱ : በርሱ : ይተካከሉ : ዘንድ : መላሾች : አይደሉም ፤ (1) ታዲያ : በአላህ : ጸጋ : (ለርሱ : ተጋሪ : በማድረግ) : ይክዳሉን ?

72 አላህም : ከነፍሶቻችሁ : (ከጎሶቻችሁ) : ለናንተ : ሚስቶችን : አደረገ ፤ ለናንተም : ከሚስቶቻችሁ : ወንዶች : ልጆችን : የልጅ : ልጆችንም : አደረገላችሁ ፤ ከመልካሞችም : ጸጋዎች : ሰጣችሁ ፤ ታዲያ : በውሸት : (በጣዎች) : ያምናሉን ? በአላህም : ጸጋ : እነሱ : ይክዳሉን ?

73 ከአላህም : ሌላ : ከሰማያትም : ከምድርም : ምንንም : ሲሳይ : የማይሰጧቸውን : (ምንንም) : የማይችሉትንም : ይግነዛሉ ።

74 ለአላህም : አምላካዎችን : አታድርጉ ፤ አላህ : (መሳይ : እንደሌለው) : ያውቃል ፤ እናንተ : ግን : አታውቁም ።

75 በምንም : ላይ : የማይችሉውን : በይዘታ : ያለውን : ባሪያና : ከኛ : መልካም : ሲሳይን : የሰጠውን : እርሱም : ከርሱ : (ከሰጠው) : በምስጢርና : በግልጽ : የሚለግስ

1 በሲሳያቸው : አገልጋዮቻቸውን : አያጋሩዋቸውም ።

ውን : (ነጻ) : ሰው : አላህ : (ለጣዎችና : ለርሱ) : ምሳሌ : አደረገ ፤ (ሁለቱ) : ይተካከላሉን ? ምስጋና : ለአላህ : ይኾን ፤ በውነቱ : አብዛኞቻቸው : አያውቁም ።

76 አላህም : ሁለትን : ወንዶች : (ለከሐዲና : ለምእመናን) : ምሳሌ አደረገ ፤ አንደኛቸው : በምንም : ነገር : ላይ : የማይችል : ዲዳ : ነው ፤ እርሱም : በጌታው : ላይ : ሸክም : ነው ፤ ወደ : የትም : ቢያዘረው : በደግ : ነገር : አይመጣም፤ እርሱና : ያ : እርሱ : በቀጥተኛው መንገድ : ላይ : ኾኖ : በማስተካከል : የሚያዘው : ሰው : ይስተካከላሉን ?

77 በሰማያትና : በምድርም : ያለው : ሩቅ : ምስጢር : የአላህ : ነው ፤ የሰዓቲቱም : ነገር : (መምጣቷ) : እንደ : ዓይን : ቅጽበት : እንጂ : አይደለም ፤ ወይም : እርሱ : ይበልጥ : የቀረበ : ነው ፤ አላህ : በነገሩ : ሁሉ : ላይ : ቻይ : ነው ።

78 አላህም : ከናቶቻችሁ : ሆዶች : ምንም : የማታውቁ : ሆናችሁ : አወጣችሁ ፤ ታመሰግኑም : ዘንድ : ለናንተ : መስሚያን : ማያዎችንም : ልቦችንም : አደረገላችሁ ።

79 ወደ : በራሪዎች : በሰማይ : አየር : ውስጥ : (ለመብረር) : የተገሩ : ሲኾኑ : (ከመውደቅ) : አላህ : እንጂ : ሌላ : የማይዛቸው : ኾነው አይመለከቱምን ? በዚህ : ውስጥ : ለሚያምኑ : ሕዝቦች : በእርግጥ : ታምራቶች : አልሉ ።

80 አላህም : ከቤቶቻችሁ : ለናንተ : መርጊያን : አደረገላችሁ ፤ ከእንስሳዎችም : ቆዳዎች : በጉዟችሁ : ቀን : በመቀመጫችሁም : ቀን :

የምታቀልሏቸውን : (1) ቤቶች : ለናንተ : አደረገላችሁ ፤ ከበግዋ : ሱፎች : ከግመልዋም : ጠጉሮች : ከፍየልዋም : ጠጉሮች : የቤት : ዕቃዎችን : እስከ : ጊዜም : ድረስ : መጠቃቀሚያን : (አደረገላችሁ) ።

81 አላህም : ከፈጠረው : ነገር : ለናንተ : ጥላዎችን : አደረገላችሁ ፤ ከጋራዎችም : ለናንተ : መክከለያዎችን : አደረገላችሁ ፤ ሐሩርንም : (ብርድንም) : የሚጠብቁችሁን : ልብሶች : የጠራችሁንም : አደጋ : የሚጠብቁችሁን : ጥሩሮች : ለናንተ : አደረገላችሁ ፤ እንደዚሁ : ትሰልሙ : ዘንድ : ጸጋውን : በናንተ : ላይ : ይሞላል ።

82 (ከኢሰላም) : ቢሸኹም : ባንተ : ላይ : ያለብህ : ግልጽ : ማድረስ : ብቻ : ነው ።

83 የአላህን : ጸጋ : ያውቃሉ ፤ ከዚያም : ይክዷታል ፤ አብዛኞቻቸውም : ከሓዲዎቹ : ናቸው ።

84 ከየሕዝቡም : ሁሉ : መስካሪን : የምንቀስቅስበትን : ቀን : (አስታውስ) ፤ ከዚያም : ለነዚያ : ለካዱት : (ንግግር) : አይፈቀድላቸውም ፤ እነሱም : በወቀሳ : አይታሉም ።

85 እነዚያም : የበደሉት : ቅጣቱን : ባዩ : ጊዜ : ከነሱ : (ቅጣቱ) : አይቀለልላቸውም ፤ እነሱም : ጊዜ : አይሰጡም ።

86 እነዚያም : ያጋሩት : የሚያጋሩዋቸውን : ባዩ : ጊዜ : ጌታችን : ሆይ : እነዚህ : ከአንተ : ሌላ : እንግዳላቸው : የነበርነው : ተጋሪዎቻችን : ናቸው ፤ ይላሉ ፤ (አማል

1 ቀላል : ኾነው : የምታገኙባቸውን : ድንኳኖች ።

ከቶቹ)፣ እናንተ፣ በእርግጥ፣ ውሸ
 ታሞች ፣ ናችሁ፣ የማለትንም ፣
 ቃል ፣ ወደነሱ ፣ ይጥላሉ ።
 87 (አጋሪዎቹ) ፣ በዚያ ፣ ቀንም ፣ ታዛ
 ሽኑንታቸውን ፣ ወደ ፣ አላህ ፣ ያቀ
 ርባሉ ፤ ይቀጣጥፉት ፣ የነበሩትም ፣
 ሁሉ ፣ ከነርሱ ፣ ይጠፋቸዋል ።
 88 እነዚያ ፣ የካዱ ፣ ከአላህም ፣ መን
 ገድ ፣ የከለከሉ ፣ ያጠፉ ፣ በነበ
 ሩት ፣ ምክንያት ፣ ቅጣትን ፣ በቅ
 ጣት ፣ ላይ ፣ ጨመርንባቸው ።
 89 በየሕዝቡም ፣ ሁሉ ፣ ውስጥ ፣ ከጎ
 ሳቸው ፣ በነሱ ፣ ላይ ፣ መስካሪን ፣
 የምንቀሰቅስበትን ፣ አንተንም ፣
 በነዚህ ፣ (ሕዝቦች) ፣ ላይ ፣ መስ
 ካሪ ፣ አድርገን ፣ የምናመጣህን ፣
 ቀን ፣ (አስታውስ) ፤ መጽሐፉ
 ንም ፣ ለሁሉ ፣ ነገር ፣ አብራሪ ፣
 መሪም ፣ እዝነትም ፣ ለሙስሊም
 ችም ፣ አብሳሪ ፣ ሽና ፣ ባንተ ፣ ላይ ፣
 አወረድነው።
 90 አላህ ፣ በማስተካከል ፣ በማሳመ
 ርም ፣ ለዝምድና ፣ ባለ ፣ ቤት ፣
 በመስጠትም ፣ ያዛል ፤ ከአስከ
 ፊም ፣ (ከማመንዘር) ፣ ከሚጠ
 ላም ፣ ነገር ፣ ሁሉ ፣ ከመበደልም ፣
 ይከለክላል ፤ ትገነዘቡ ፣ ዘንድ ፣
 ይገሥጸኛል ።
 91 ቃል ፣ ኪዳንም ፣ በገባችሁ ፣ ጊዜ ፣
 በአላህ ፣ ቃል ፣ ኪዳን ፣ ሙሉ ፤
 መሐሎቻችሁንም ፣ ከአጠነከራች
 ጳት ፣ በኋላ ፣ አላህን ፣ በናንተ ፣
 ላይ ፣ በእርግጥ ፣ መስካሪ ፣ ያደረጋ
 ችሁ ፣ ስትኾኑ ፣ አታፍርሱ ፤
 አላህ ፣ የምትሠሩትን ፣ ሁሉ ፣
 ያውቃልና ።
 92 (ቃል ፣ ኪዳናችሁን ፣ በማፍረስ ፣
 አንዲቱ) ፣ ሕዝብ ፣ እርሷ ፣ ከ(ሌላ
 ይቱ) ፣ ሕዝብ ፣ የበዛች ፣ ለመኾ

ንዋ ፣ በመካከላችሁ ፣ መሐሎቻች
 ሁን ፣ (ለክዳት) ፣ መግቢያ ፣ አድ
 ርጋችሁ ፣ የምትይዙ ፣ ስትኾኑ ፣
 እንደዚያች ፣ ፈትልዋን ፣ ከጠነ
 ከረ ፣ በኋላ ፣ ትርትሮች ፣ አድርጋ ፣
 እንዳፈረሰችው ፣ (ሴት) ፣ አት
 ኹኑ ። አላህ ፣ በርሱ ፣ (1) ይዎክራ
 ችጋል ፤ በትንጣኤ ፣ ቀንም ፣ በርሱ
 ትለያዩበት ፣ የነበራችሁትን ፣
 ነገር ፣ ለናንተ ፣ በእርግጥ ፣ ያብራ
 ራላችኋል ።
 93 አላህም ፣ በሻ ፣ ኖሮ ፣ አንዲት ፣
 ሕዝብ ፣ ባደረጋችሁ ፣ ነበር ፤ ግን ፣
 የሚሻውን ፣ ሰው ፣ ያጠማል ፤
 የሚሻውንም ፣ ሰው ፣ ያቀናል ፤
 ትሠሩት ፣ ከነበራችሁትም ፣ ሁሉ ፣
 በእርግጥ ፣ ትጠየቃላችሁ ።
 94 ጫማዎች ፣ ከተደላደሉ ፣ በኋላ ፣
 እንዳይንዳለጡ ፣ ከአላህም ፣ መን
 ገድ ፣ በመከልከላችሁ ፣ ምክን
 ያት ፣ ቅጣትን ፣ እንዳትቀምሱ ፣
 መሐሎቻችሁን ፣ በመካከላችሁ ፣
 ለክዳት ፣ መግቢያ ፣ አድርጋችሁ ፣
 አትያዙ ፤ ለናንተም ፣ (ያን ፣ ጊዜ) ፣
 ታላቅ ፣ ቅጣት ፣ አላችሁ ።
 95 በአላህም ፣ ቃል ፣ ኪዳን ፣ ጥቂ
 ትን ፣ ዋጋ ፣ አትግዙ ፤ የምታ
 ወቁ ፣ ብትኾኑ ፣ አላህ ፣ ዘንድ ፣
 ያለው ፣ ምንዳ ፣ እርሱ ፣ ለናንተ ፣
 በላጭ ፣ ነውና ።
 96 እናንተ ፣ ዘንድ ፣ ያለው ፣ ሁሉ ፣
 ያልቃል ፤ አላህ ፣ ዘንድ ፣ ያለው ፣
 ግን ፣ (ዘለዓለም) ፣ ቀሪ ፣ ነው ፤
 እነዚያንም ፣ የታገሡትን ፣ ይሠ
 ሩት ፣ በነበሩት ፣ በመልካሙ ፣
 ምንዳቸውን ፣ እንመነዳቸዋለን ።
 97 ከወንድ ፣ ወይም ፣ ከሴት ፣ እርሱ ፣
 አማኝ ፣ ሽና ፣ በጎን ፣ የሠራ ፣

1 ቃል ፣ ኪዳንን ፣ በመመላት ፣ በግዝዙ ።

መልካም ፣ ኑሮን ፣ በእርግጥ ፣ እና
 ኖረዋለን ፤ ይሠሩትም ፣ ከነበሩት ፣
 ነገር ፣ በመልካሙ ፣ ምንዳቸውን ፣
 እንመነዳቸዋለን ።
 98 ቁርአንንም ፣ ባነበብህ ፣ ጊዜ ፣
 ርጉም ፣ ከኾነው ፣ ሰይጣን ፣ በአ
 ላህ ፣ ተጠበቅ ፤
 99 እርሱ ፣ በነዚያ ፣ ባመኑትና ፣ በጌ
 ታቸው ፣ ላይ ፣ በሚጠጉት ፣ ላይ ፣
 ለርሱ ፣ ሥልጣን ፣ የለውምና ።
 100 ሥልጣኑ ፣ በነዚያ ፣ በሚታዘዙት ፣
 ላይና ፣ በነዚያም ፣ እነርሱ ፣ በርሱ
 (ምክንያት) ፣ አጋሪዎች ፣ በኾ
 ኑት ፣ ላይ ፣ ብቻ ፣ ነው ።
 101 በአንቀጽም ፣ ስፍራ ፣ አንቀጽን ፣
 በለወጥን ፣ ጊዜ ፣ አላህም ፣ የሚያ
 ወርደውን ፣ ነገር ፣ ዐዋቂ ፣ ነው ፤
 አንተ ፣ ቀጣፊ ፣ እንጂ ፣ ሌላ ፣ አይ
 ደለህም ፣ ይላሉ ፤ በውነቱ ፣ አብዛ
 ጃቻቸው ፣ አያውቁም ።
 102 እነዚያን ፣ ያመኑትን ፣ ለማረጋ
 ጋት ፣ መስሊሞቹንም ፣ ለመምራ
 ትና ፣ ለማብሰር ፣ (ቁርአንን) ፣
 ቅዱሱ ፣ መንፈስ ፣ (ጂብራል) ፣
 እውነተኛ ፣ ሲኾን ፣ ከጌታህ ፣ አወ
 ረደው ፣ በላቸው ።
 103 እነሱም ፣ እርሱን ፣ (ቁርአንን) ፣
 የሚያስተምረው ፣ ሰው ፣ ብቻ ፣
 ነው ፣ ማለታቸውን ፣ በእርግጥ ፣
 እናውቃለን ፤ የዚያ ፣ ወደርሱ ፣
 የሚያስጠጉበት ፣ ሰው ፣ ቋንቋ ፣
 ዐጀም ፣ ነው ፤ (1) ይህ ፣ (ቁር
 አን) ፣ ግን ፣ ግልጽ ፣ ዐረብኛ ፣
 ቋንቋ ፣ ነው ።
 104 እነዚያን ፣ በአላህ ፣ አንቀጾች ፣
 የማያምኑትን ፣ አላህ ፣ አይመራቸ
 ውም ፤ ለነሱም ፣ አላማሚ ፣
 ቅጣት ፣ አላቸው ።

1 ከዐረብኛ ፣ ሌላ ፣ የኾነ ፣ ቋንቋ ፣ ነው ።

105 ውሸትን ፣ የሚቀጣጥፉት ፣ እነዚያ ፣
 በአላህ ፣ አንቀጾች ፣ የማያምኑት ፣
 ብቻ ፣ ናቸው ፤ እነዚያም ፣ ውሸታ
 ሞቹ ፣ እነሱ ፣ ብቻ ፣ ናቸው ።
 106 ከእምነቱ ፣ በኋላ ፣ በአላህ ፣ የካደ ፣
 ሰው ፣ (ብርቱ ፣ ቅጣት ፣ አል
 ለው) ፤ ልቡ ፣ በእምነት ፣ የረጋ፡
 ሽና ፣ (በክሕደት ፣ ቃል ፣ በመና
 ገር) ፣ የተገደደ ፣ ሰው ፣ ብቻ ፣
 ሲቀር ፤ ግን ፣ ልባቸውን ፣ በክሕ
 ደት ፣ የከፈቱ ፣ ሰዎች ፣ በነሱ ፣
 ላይ ፣ ከአላህ ፣ ቁጣ ፣ አልለባ
 ቸው ፤ ለነሱም ፣ ታላቅ ፣ ቅጣት ፣
 አልላቸው ።
 107 ይህ ፣ (ቅጣት) ፣ እነሱ ፣ ቅርብ
 ቱን ፣ ሕይወት ፣ ከመጨረሻይቱ ፣
 በመምረጣቸው ፣ ምክንያትና ፣
 አላህም ፣ ከሓዲዎችን ፣ ሕዝቦች ፣
 የማያቀና ፣ በመኾኑ ፣ ነው ።
 108 እነዚያ ፣ እነርሱ ፣ በልቦቻቸው ፣
 በዓይኖቻቸውም ፣ በጆሮዎቻቸ
 ውም ፣ ላይ ፣ አላህ ፣ ያተማባቸው ፣
 ናቸው ፤ እነዚያም ፣ ዝንጉዎቹ ፣
 እነሱ ፣ ናቸው ።
 109 እነርሱ ፣ በመጨረሻይቱ ፣ ዓለም ፣
 ከሳሪዎቹ ፣ እነሱ ፣ ለመኾናቸው ፣
 ጥርጥር ፣ የለም ።
 110 ከዚያም ፣ ጌታህ ፣ ለነዚያ ፣ ከተፈ
 ተኑ ፣ በኋላ ፣ ለተሰደዱት ፣ ከዚ
 ያም ፣ ለታገሉትና ፣ ለታገሡት ፣
 (መሐሪ ፣ አዛኝ ፣ ነው) ፤ ጌታህ ፣
 ከርሷ ፣ (ከፈተናዋ) ፣ በኋላ ፣ በእር
 ግጥ ፣ መሐሪ ፣ አዛኝ ፣ ነውና ።
 111 ነፍስ ፣ ሁሉ ፣ ከራሷ ፣ ላይ ፣ የምት
 ከራከር ፣ ሽና ፣ የምትመጣበትን ፣
 ነፍስም ፣ ሁሉ ፣ የሠራችውን ፣
 (ዋጋ) ፣ የምትቀበልበትን ፣ ቀን
 (አስታውስ) ፤ እነርሱም ፣ አይበዩ
 ሉም ።


- 112 አላህ : ጸጥተኛ : የረካች : ሲሳ ይዋ : ሰፊ : ሽኖ : ከየሥፍራው : ይመጣላት : የነበረችውንና : በአላህ : ጸጋዎች : የካደችውን : አላህም : ይሠሩት : በነበሩት : ኃጢአት : የረኃብንና : የፍርሃትን : ቅጣቶች : ያቀመሳትን : ከተማ : (መኮን) : ምሳሌ : አደረገ ።
- 113 ከነርሱ : ውስጥ : የሽን : መልክ ተኛም : በእርግጥ : መጣላቸው ፤ አስተባባሎትም ፤ እነሱም : በዳዮች : ሽንው : ቅጣቱ : ያዛቸው ።
- 114 አላህም : ከሰጣችሁ : ሲሳይ : የተፈቀደ : ንጹሕ : ሲሽን : ብሉ ፤ የአላህንም : ጸጋ : እርሱን : የምትግዝዙት : ብትሹኑ : አመስግኑ ።
- 115 በናንተ : ላይ : እርም : ያደረገው : በክትንና : ደምን : የአሳማንም : ሥጋ : ያንንም : (በመታረድ : ጊዜ) : በርሱ : ከአላህ : ስም : ሌላ : የተነሳበትን : ብቻ : ነው ፤ አመጠኛም : ወሰን : አላፈም : ሳይሽን : (ለመብላት) : የተገደደ : ሰው : (ይፈቀድሁታል) ፤ አላህ : መሐሪ : አዛኝ : ነውና ።
- 116 በአላህም : ላይ : ውሸትን : ልትቀጣጥፉ : ምላሶቻችሁ : በሚመጥኑት : ውሸት : ይህ : የተፈቀደ : ነው ፤ ይህም : እርም : ነው : አትበሉ ፤ እነዚያ : በአላህ : ላይ : ውሸትን : የሚቀጣጥፉ : አይደሉኑም ።
- 117 ጥቂት : መጣቀም : አላቸው : ለነሱም : አሳማሚ : ቅጣት : አላቸው ።
- 118 በነዚያም : ይሁዳውያን : በሽኑት : ላይ : ከአሁን : በፊት : በአንተ : ላይ : የተረከነውን : ነገር : እርም : አድርገንባቸዋል ፤ እኛም :

- አልበደልናቸውም ፤ ግን : ነፍሶቻቸውን : ይበድሉ : ነበሩ ።
- 119 ከዚያም : ጌታህ : ለነዚያ : በሰሕተት : መጥፎን : ለሠሩና : ከዚያም : ከዚህ : በኋላ : ለተጸጸቱ : ሥራቸውንም : ላበጁ : ጌታህ : ከርሷ : በኋላ : በእርግጥ : መሐሪ : አዛኝ : ነው ።
- 120 ኢብራሂም : ለአላህ : ታዛዥ : ወደ : ቀጥተኛ : ሃይማኖት : ተዘንባይ : ሕዝብ : ነበር ፤ ከአጋሪዎቹም : አልነበረም ።
- 121 ለጸጋዎቹ : አመስጋኝ : ነበር ፤ መረጠው ፤ ወደ : ቀጥተኛውም : መንገድ : መራው ።
- 122 በቅርቡም : ዓለም : በጎን : ነገር : ሰጠነው ፤ እርሱም : በመጨረሻይቱ : ዓለም : በእርግጥ : ከመልካሞቹ : ነው ።
- 123 ከዚያም : ወደ : አንተ : የኢብራሂምን : ሃይማኖት : ቀጥተኛ : ሲሽን : ተከተል ፤ ከአጋሪዎቹም : አልነበረም ፤ ማለትን : አወረድን።
- 124 ሰንበት : (ክልክል) : የተደረገው : በነዚያ : በርሱ : በተለያዩበት : ሰዎች : ላይ : ብቻ : ነው ፤ ጌታህም : በትንሣኤ : ቀን : ይለያዩበት : በነበሩት : ነገር : በመካከላቸው : በእርግጥ : ይፈርዳል ።
- 125 ወደ : ጌታህ : መንገድ : በብልሃትና : በመልካም : ግሣጼ : (በለዘብታ : ቃል) : ጥራ ፤ በዚያችም : እርሷ : መልካም : በሽንቸው : (ዘዴ) : ተከራከራቸው ፤ ጌታህ : እርሱ : ከመንገዱ : የተሳሳተውን : ሰው : ዐዋቂ : ነው ፤ እርሱም : ቅን : የሽኑትን : ሰዎች : ዐዋቂ : ነው ።

- 126 ብትበቀሉም : በርሱ : በተቀጣችሁበት : ብጤ : ተበቀሉ ፤ ብትታገሡም : እርሱ : ለታጋሾች : በእርግጥ : በላጭ : ነው ።
- 127 ታገሥም ፤ መታገሥህም : በአላህ : (ማስቻል) : እንጂ : አይደለም ፤ በነርሱም : ላይ : (ባያምኑ) :

- አትተክዝ ፤ (ባንተ : ላይ) : ከሚመክሩትም : ተንኮል : በጭንቅት : ውስጥ : አትሹን ።
- 128 አላህ : ከነዚያ : ከሚፈሩትና : ከነዚያም : እነሱ : መልካም : ሠራዎች : ከሹኑት : ጋር : ነውና ።

ምዕራፍ : 17 : አል-ኢስራእ ። ክፍል : 15 ።



- 1 በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም : ርኅሩህ : በጣም : አዛኝ : በሆነው።
- 2 ያ : ባሪያውን : (1) ከተከበረው : መስጊድ : ወደዚያ : ዙሪያውን : ወደ : ባሪክነው : ወደ : ሩቁ : መስጊድ : በሌሊት : ውስጥ : ያሰኘው : (ጌታ) : ጥራት : ይገባው ፤ ከታምራቶቻችን : ልናሳየው : (አስኬድነው) ፤ እነሆ : እርሱ : (አላህ) : ሰሚው : ተመልካቸው : ነው ።
- 3 መሳንም : መጽሐፉን : ሰጠነው ፤ ለእስራኤልም : ልጆች : መሪ : አደረግነው ፤ ከኔ : ሌላ : መጠጊያን : አትያዙ ፤ (አልናቸውም) ።
- 4 እላንተ : ከኑሕ : ጋር : (በመርከቢቱ) : የጫናቸው : ዘሮች : ሆይ ! (አላህን : ተገዙ) : እርሱ : በብዙ : አመስጋኝ : ባሪያ : ነበርና ።
- 5 ወደ : እስራኤልም : ልጆች : በመጽሐፉ : ውስጥ : (እንዲህ : በማ

- ለት) : አወረድን ፤ በምድር : ላይ : በእርግጥ : ሁለት : ጊዜ : ታጠፋላችሁ ፤ ትልቅንም : ኩራት : ትኮላችሁ ፤
- 6 ከሁለቱ : (ጊዜያቶች) : የመጀመሪያይቱ : ቀጠሮ : በመጣም : ጊዜ : ለኛ : የሹኑን : ባሮች : የብርቱ : ኃይል : ባለቤቶች : የሹኑትን : በናንተ : ላይ : እንልካለን ፤ በቤቶችም : መካከል : ይመላለሳሉ ፤ (ይበረብሩታል ፤ ይህ) : ተፈጻሚ : ቀጠሮም : ነበር ።
- 7 ከዚያም : (በኋላ) : ለናንተ : በነሱ : ላይ : ድልን : መለስንላችሁ ፤ በገንዘቦችና : በወንዶች : ልጆችም : ጨመርንላችሁ ፤ በወገንም : የበዛችሁ : አደረግናችሁ ።
- 8 መልካም : ብትሠሩ : ለነፍሶቻችሁ : መልካምን : ሠራችሁ ፤ መጥፎንም : ብትሠሩ : በነርሱ : (በነፍሶቻችሁ) ፤ ላይ : ነው ፤ (አልን) ፤ የኋለኛይቱም : (ጊዜ) :

1 መሐመድን ።

ቀጠሮ : በመጣ : ጊዜ : ፊቶቻች
 ሁን : ሊያስከፉ : መስጊዱንም :
 በመጀመሪያ : ጊዜ : እንደ :
 ገቡት : ሊገቡ : ያሸነፉትንም :
 ሁሉ : (ፈጽመው) : ማጥፋትን :
 እንዲያጠፉ : (እንልካቸዋለን) #
 8 (በመጽሐፉም : አልን : ብትጸ
 ጸቱ) :— ጌታችሁ : ሊያዝንላ
 ችሁ : ይከጀላል ፤ (ወደ : ማጥ
 ፋት) : ብትመለሱም : እንመለሳ
 ለን ፤ ገሀንምንም : ለከሐዲዎች :
 ማሰሪያ : አድርገናል #
 9 ይህ : ቁርአን : ወደዚያች : እርሷ :
 ቀጥተኛ : ወደ : ሽንቸው : መን
 ገድ : ይመራል ፤ እነዚያንም :
 በጎ : የሚሠሩትን : ምእመናን :
 ለነሱ : ታላቅ : ምንዳ : ያላቸው :
 መሾኑን : ያበስራል #
 10 እነዚያም : በመጨረሻይቱ : ዓ
 ለም : የማያምኑት : ለነሱ : አሳ
 ማሚ : ቅጣትን : አዘጋጅተንላ
 ቸዋል ፤
 11 ሰው : መልካምን : ነገር : እንደ
 ሚሊምን : ሁሉ ፤ መጥፎንም :
 ነገር : ይለምናል ፤ ሰውም :
 ቸኳላ : ነው #
 12 ሌሊትንና : ቀንንም : (ለችሎታ
 ችን) : ምልክቶች : አደረግን ፤
 የሌሊትን : ምልክትም : አበስን ፤
 የቀንን : ምልክትም : የምታሳይ :
 አደረግን ፤ (ይህም : የሾኑበት) :
 ከጌታችሁ : ትርፍን : ልትፈልጉ :
 የዓመታትንም : ቁጥርና : ሐሳብን
 ም : ታውቁ : ዘንድ : ነው ፤ ነገሩንም :
 ሁሉ : ለያይተን : ዘርዘርነው ::
 13 ሰውንም : ሁሉ : በራሪውን :
 (ሥራውን) : በአንገቱ : እስያዝ
 ነው ፤ ለርሱም : በትንሣኤ : ቀን :
 የተዘረጋ : ሽኖ : የሚያገኘው :

የሾኑን : መጽሐፍ : እናወጣለታ
 ለን #
 14 መጽሐፍህን : አንብብ ፤ ዛሬ :
 ባንተ : ላይ : ተቆጣጣሪነት : በነ
 ፍስህ : በቃ : (ይባላል) #
 15 የተመራ : ሰው : የሚመራው :
 ለራሱ : ብቻ : ነው ፤ የተሳሳተም :
 ሰው : የሚሳሳተው : (ጉዳቱ) :
 በርሷ : ላይ : ነው ፤ ተሸካሚም :
 (ነፍስ) : የሌላይቱን : ኃጢአት :
 አትሸከምም ፤ መልክተኛንም :
 እስከምንልክ : ድረስ : የምንቀጣ :
 አይደለንም #
 16 ከተማንም : ለማጥፋት : በፈለ
 ግን : ጊዜ : ባለ : ጸጋዎችዋን : እና
 ዛለን ፤ በውስጧም : ያምጣሉ ፤ በር
 ሷም : ላይ : ቃሉ : (ቅጣቱ) :
 ይፈጸምባታል ፤ ማጥፋትንም :
 እናጠፋታለን #
 17 ከኑሕም : በኋላ : ከክፍለ : ዘመ
 ናት : ሰዎች : ያጠፋናቸው : ብዙ
 ዎች : ናቸው ፤ የባሮቹንም : ኃጢ
 አቶች : ውስጠ : ዐዋቂ : ተመል
 ካች : መሾን : በጌታህ : በቃ #
 18 ቸኳይቱን : ዓለም : (በሥራው) :
 የሚፈልግ : ሰው : ለርሱ : በርሷ :
 ውስጥ : የሻነውን : (ጸጋ) : ለምን
 ሻው : ሰው : እናስቸኩልለታ
 ለን ፤ ከዚያም : ለርሱ : ገሀንምን :
 (መኖሪያ) : አድርገንለታል ፤ ተወ
 ቃሽ : ብራሪ : ሽኖ : ይገባታል #
 19 መጨረሻይቱንም : ዓለም : የፈ
 ለገ : ሰው : እርሱ : አማኝ : ሽኖ :
 ለርሷ : (ተገቢ) : ሥራዋን : የሠ
 ሬም : ሰው : እነዚህ : ሥራቸው :
 የተመሰገኑ : ይሾናል #
 20 ሁሉንም : እነዚህንና : እነዚያን :
 ከጌታህ : ስጦታ : (በዚህ : ዓ
 ለም) : እንጨምርላቸዋለን ፤ የጌ

ታህም : ስጦታ : (በዚች : ዓለም) :
 ክልክል : አይደለም #
 21 ከፈላቸውን : በከፊሉ : ላይ : እን
 ዴት : እንዳበለጥን : ተመልከት ፤
 የመጨረሻይቱም : አገር : በማዕረ
 ጎች : በጣም : የከበረችና : በመብ
 ለጥም : የተለቀች : ናት #
 22 ከአላህ : ጋር : ሌላን : አምላክ :
 አታድርግ ፤ የተወቀስክ : ረዳት :
 የሌለህ : ትሾናለህና ፤
 23 ጌታህም : (እንዲህ : ሲል) :
 እዘዘ ፤— እርሱን : እንጂ : ሌላን :
 አትገዙ ፤ በወላጆቻችሁም : መል
 ካምን : ሥሩ ፤ በአንተ : ዘንድ :
 ሽነው : አንዳቸው : ወይም : ሁለ
 ታቸው : እርጅናን : ቢደርሱ :
 ፎህ : አትበላቸው ፤ አትገላምጣ
 ቸውም ፤ ለነርሱም : መልካምን :
 ቃል : ተናገራቸው #
 24 ለሁለቱም : ከእዝነትህ : የመዋረ
 ድን : ክንፍ : ዝቅ : አድርግላቸው ፤
 ጌታዬ : ሆይ : በሕጻንነቴ : (በር
 ጎራሄ) : እንዳሳደጉኝ : እዘንላቸ
 ወም : በል #
 25 ጌታችሁ : በነፍሶቻችሁ : ውስጥ :
 ያለውን : ሁሉ : ዐዋቂ : ነው #
 ታዛዦችም : ብትሾኑ : (በመሳሳ
 ትም : ብታጠፉ) : እርሱ : ለተመ
 ላሾች : መሐሪ : ነው #
 26 ለዝምድና : ባለቤትም : መብ
 ቱን : ስጥ ፤ ለምስኪንና : ለመን
 ገደኛም : (ስጥ) ፤ ማባከንንም :
 አታባክን #
 27 አባካኞች : የሰይጣናት : ወንድ
 ሞች : ናቸውና ፤ ሰይጣንም : ለጌ
 ታው : ብርቱ : ከሐዲ : ነው #
 28 ከጌታህም : የምትከጅላትን :
 ጸጋ : ለማጣት : ከነርሱ : ብት

ዞር : ለነሱ : ልዝብን : ቃል :
 ተናገራቸው #
 29 እጅህንም : ወደ : አንገትህ : የታ
 ሠረች : አታድርግ ፤ መዘርጋት
 ንም : ሁሉ : አትዘርጋት ፤ የተወቀ
 ስክ : የተቆጨህ : ትሾናለህና #
 30 ጌታህ : ሲሳይን : ለሚሻው :
 ሰው : ያሰፋል ፤ ያጠባልም ፤
 እርሱ : በባሮቹ : ሹኔታ : ውስጠ :
 ዐዋቂ : ተመልካች : ነውና #
 31 ልጆቻችሁንም : ድሽነትን : ለመ
 ፍራት : አትግደሉ ፤ እኛ : እንመ
 ግባቸዋለን : እናንተንም : (እን
 መግባለን) ፤ እነሱን : መግደል :
 ታላቅ : ኃጢአት : ነውና #
 32 ዝመትንም : አትቅረቡ ፤ እርሱ :
 በእርግጥ : መጥፎ : ሥራ : ነውና ፤
 መንገድነቱም : ከፋ !
 33 ያቸንም : አላህ : ያወገዛትን :
 ነፍስ : ያለ : ሕግ : አትግደሉ ፤
 የተበደለም : ሽኖ : የተገደለ :
 ሰው : ለዘመዱ : (በገዳዩ : ላይ) :
 በእርግጥ : ስልጣንን : አድርገ
 ናል ፤ በመግደልም : ወሰንን : አይ
 ለፍ ፤ እርሱ : የተረዳ : ነውና #
 34 የየቲምንም : ገንዘብ : የብርታ
 ቱን : ጊዜ : እስኪደርስ : ድረስ :
 በዚያች : እርሷ : መልካም : በሽ
 ነች : ሹኔታ : እንጂ : አትቅረቡ ፤
 በኪዳናችሁም : ምሉ ፤ ኪዳን :
 የሚጠየቁበት : ነውና #
 35 በሰፈራችሁም : ጊዜ : ስፍርን :
 መሉ : በትክክለኛው : ሚዛንም :
 መዝኑ ፤ ይህ : መልካም : ነገር :
 ነው ፤ መጨረሻውም : ያማረ :
 ነው #
 36 ለአንተም : በርሱ : ዕውቀት :
 የሌለህን : ነገር : አትከተል ፤
 መስሚያ : ማያም : ልብም : እን

- ዚህ : ሁሉ : (ባለቤታቸው) : ከነሱ : ተጠያቂ : ነውና ።
- 37 በምድርም : ላይ : የተንበጣረርክ : ሆነህ : አትኸድ ፤ አንተ : ፈጽሞ : ምድርን : አትሰረገጉምና : በርዝ መትም : ፈጽሞ : ጋራዎችን : አትደርስምና ።
- 38 ይህ : ሁሉ : (1) መጥፎው : (2) እኔታህ : ዘንድ : የተጠላ : ነው ።
- 39 ይህ : ጌታህ : ከጥበቡ : ወደ : አንተ : ካወረደው : ነገር : ነው ፤ ከአላህም : ጋር : ሌላን : አምላክ : አታድርግ ፤ የተወቀስክ : የተባረርክ : ኾነህ : በገሀንም : ውስጥ : ትጣላለህና ።
- 40 ጌታችሁ : በወንዶች : ልጆች : መረጣችሁና : ከመላእክት : ሴቶችን : (ልጆች) : ያዘን ? እናንተ : ከባድን : ቃል : በእርግጥ : ትናገራላችሁ ።
- 41 ይገዛጹም : ዘንድ : በዚህ : ቁርአን : ውስጥ : ደጋግመን : በእርግጥ : ገለጽን : መበርገግንም : እንጂ : ሌላን : አይጨምርላችሁም ።
- 42 (ሙሐመድ : ሆይ) : በላቸው :— እንደምትሉት : ከርሱ : ጋር : አማልክት : በነበሩ : ኖሮ : ያን : ጊዜ : ወደ : ዐርቹ : (3) ባለቤት : መንገድን : በፈለጉ : ነበር ።
- 43 ጥራት : ይገባው ፤ ከሚሉትም : ነገር : ሁሉ : ከፍ : ያለን : ልቅና : ላቀ ።
- 44 ሰባቱ : ሰማያትና : ምድርም : በውስጣቸውም : ያለው : ሁሉ :

- ለርሱ : ያጠራሉ : ከነገርም : ሁሉ : ከማመስገን : ጋር : የሚያጠራው : (1) እንጂ : አንድም : የለም ፤ ግን : ማጥራታቸውን : አታውቁትም ፤ እርሱ : ታጋሽ : መሓሪ : ነው ።
- 45 ቁርአንንም : ባነበብክ : ጊዜ : ባንተና : በነዚያ : በመጨረሻ ይቱ : ዓለም : በማያምኑት : ሰዎች : መካከል : የሚሸሸግን : ግርዶሽ : አድርገናል ።
- 46 እንዳያውቁትም : በልቦቻቸው : ላይ : ሽፋንን : በጀሮዎቻቸውም : ውስጥ : ድንቁርናን : አደረግን ፤ ጌታህንም : ብቻውን : ኾኖ : በቁርአን : ባወሰኸው : ጊዜ : የሚሸሹ : ኾነው : በጀርባቸው : ላይ : ይዞራሉ ።
- 47 እኛ : ወደ : አንተ : በሚያዳምጡ : ጊዜ : እነሱም : የሚንቀሳቀሱ : ጊዜ : በዳዮች : (እርስ : በርሳቸው) : የተደገመበትን : ሰው : እንጂ : አትከተሉም : በሚሉ : ጊዜ : በርሱ : የሚያዳምጡትን : ምክንያት : ዐዋቂ : ነን ።
- 48 ምሳሌዎችን : ለአንተ : እንዴት : እንዳደረጉልህና : (2) እንደ : ተሳሳቱ : ተመልከት ፤ (ወደ : እውነቱ : ለመድረስ) : መንገድንም : አይችሉም ።
- 49 አሉም :— እንዴት ? አጥንቶችና : ብስብሶች : በኾን : ጊዜ : እኛ : አዲስ : ፍጥረት : ኾነን : በእርግጥ : ተቀስቃሾች : ነን?
- 50 በላቸው :— ደንጊያዎችን : ወይም : ብረትን : ኹኑ :

1 የሚያወድሰው ።
 2 የተደገመበት : ነው : ለንቁይ : ነው : ገጣሚ : ነው : በማለት ።

- 51 ወይም : በልቦቻችሁ : ውስጥ : የሚተልቅን : ፍጥረት : (ኹኑ : መቀስቀሳችሁ : አይቀርም) ፤ የሚመልሰንም : ማነው ? ይላሉ ፤ ያ : በመጀመሪያ : ጊዜ : የፈጠራችሁ : ነው : በላቸው ፤ ወደ : አንተም : ራሶቻቸውን : ይነቀንቃሉ ፤ እርሱም : መቼ : ነው ? ይላሉ ፤ (እርሱ) : ቅርብ : ሊኾነን : ይቻላል : በላቸው ።
- 52 (እርሱም) : የሚጠራችሁና : (አላህን) : አመሰግኖቹ : ኾናችሁ : ጥሪውን : የምትቀበሉበት : ጥቂትንም : (ቀኖች) : እንጂ : ያልቆዩችሁ : መኾናችሁን : የምትጠራጠሩበት : ቀን : ነው ፤ (በላቸው) ።
- 53 ለባሮቹም : በላቸው :— ያችን : እርሷ : መልካም : የኾነችውን : (ቃል) : ይናገሩ ፤ ሰይጣን : በመካከላቸው : ያበላሻልና ፤ ሰይጣን : ለሰው : ግልጽ : ጠላት : ነውና ።
- 54 ጌታችሁ : በናንተ : (ኹኔታ) : ዐዋቂ : ነው ፤ ቢሻ : ያዘንላችኋል ፤ ወይም : ቢሻ : ይቀጣችኋል ፤ በነሱም : ላይ : ኃላፊ : ኾነህ : አላክንህም ። (አታስገድዳቸውም) ።
- 55 ጌታህም : በሰማያትና : በምድር : ያለውን : ሁሉ : ዐዋቂ : ነው ፤ ከፊሉንም : ነቢያት : በከፊሉ : ላይ : በእርግጥ : አብልጠናል ፤ ዳውድንም : ዘቡርን : ሰጥተንዋል ።
- 56 እነዚያን : ከርሱ : ሌላ : (አማልክት) : የምትሏቸውን : ጥሩ ፤ ከናንተም : ላይ : ጉዳትን : ማስወገድን : (ወደ : ሌላ) : ማዘርንም : አይችሉም : በላቸው ።
- 57 እነዚያ : እነርሱ : የሚገንዘቡት : ማንኛቸውም : (ወደ : አላህ) :

- በጣም : ቀራቢያቸው : ወደ : ጌታቸው : መቃረቢያን : (ሥራ) : ይፈልጋሉ ፤ እነነቱንም : ይከጃላሉ ፤ ቅጣቱንም : ይፈራሉ ፤ የጌታህ : ቅጣት : የሚፈራ : ነውና ።
- 58 አንዲትም : ከተማ : የላችሁ : እኛ : ከትንሣኤ : ቀን : በፊት : አጥፊዎችዋ : ወይም : ብርቱን : ቅጣት : ቀጭዎችዋ : ብንኾን : እንጂ ፤ ይህ : በመጽሐፍ : የተጻፈ : ነው ።
- 59 ታምራቶችንም : ከመላክ : የቀድሞዎቹ : ሰዎች : በርሷ : ማስተባበልና : (መጥፋት) : እንጂ : ሌላ : አልከለከለንም ፤ ለሠሙድም : ግመልን : ግልጽ : ታምር : ኾና : ሰጠናቸው ፤ በርሷም : በደሉ ፤ ታምራቶችንም : ለማስፈራራት : እንጂ : አንልክም ።
- 60 ላንተም : ጌታህ : (ዕውቀቱ) : በሰዎቹ : ከበበ : ባልንህ : ጊዜ : (አስታውስ) ። ያችንም : (በሌሊቱ : ጉዞ : በዓይንህ) : ያሳየንህን : ትርዕይት : ለሰዎች : ፈተና : እንጂ : አላደረግናትም ፤ በቁርአንም : የተረገመችውን : ዛፍ : (እንደዚሁ ፈተና : እንጂ : አላደረግንም) ፤ እናስፈራራቸዋለንም ፤ ታላቅንም : ጥመት : እንጂ : አይጨምርላቸውም ።
- 61 ለመላእክትም : ለአደም : ስገዱ : ባልናቸው : ጊዜ : (አስታውስ) ፤ ወዲያውም : ስገዱ ፤ ኢብሊስ : ብቻ : ሲቀር : ከጭቃ : ለፈጠርከው : ሰው : እስግዳለሁን? አለ ።
- 62 ንገረኝ : ይህ : ያ : በኔ : ላይ : ያበለጥከው : ነውን? እስከ : ትንሣኤ : ቀን : ድረስ : ብታቆየኝ ፤ ዘሮቼን : ጥቂቶች : ሲቀሩ : ወደ :

1 ከሃያ : አምስቱ : ጠባዮች : ውስጥ ።
 2 አሥራ : ሁለቱ : ከልክሎች ።
 3 ወደ : ዙፋኑ ።

ሰሕተት : በእርግጥ : እስባቸዋ ለሁ : አለ ።
 63 (አላህም) : አለው :— ኸድ ፤ ከነ ሱም : የተከተለህ ፤ ገሀነም : የተ ሚላች : ቅጣት : ስትኾን : ፍዳ ችሁ : ናት ።
 64 ከነሱ : የቻልከውንም : ሰው : በድምጽህ : አታል ፤ በነሱም : ላይ : በፈረሰኞችህ ፤ በእግረኞች ህም : ኾነህ : ለልብ ፤ በገንዘቦቻቸውም : በልጆቻቸውም : ተጋራ ችው ፤ ተስፋ : ቃልም : ግባላ ችው ፤ ሰይጣንም : ማታለልን : እንጂ : ተስፋ : ቃልን : አይገባላ ችውም ።
 65 ባሮቹ : በነሱ : ላይ : ፈጽሞ : ላንተ : ስልጣን : የለህም ፤ መጠ ጊያም : በጌታህ : በቃ ።
 66 ጌታችሁ : ያ : ከችሮታው : ትፈ ልጉ : ዘንድ : መርከቦችን : በባ ሕር : ላይ : ለናንተ : የሚነዳላ ችሁ : ነው ፤ እነሆ : እርሱ : ለናንተ : አዛኝ : ነውና ።
 67 በባሕሩም : ውስጥ : ጉዳት : ባገኛችሁ : ጊዜ : የምትጠሩዋቸው : (አማልክት) : ሁሉ : ክርሱ : (ከእሳህ) : በቀር : ይጠፋሉ : ወደ : የብስም : በማድረስ : ባዳኛችሁ : ጊዜ : (እምነትን) : ትተዋላችሁ ፤ ሰውም : በጣም : ከሐዲ : ነው ።
 68 የየብሱን : በኩል : (ምድርን) : በናንተ : መገልበጡን : ወይም : ጠጠርን : የያዘ : ነፋስን : በናንተ : ላይ : መላኩን : ከዚያም : ለናንተ : ጠባቂ : አለማግኘታችሁን : አትፈሩምን?
 69 ወይስ : ሌላ : ጊዜ : ወደ : እርሱ : (ወደ : ባሕር) : የሚመልላችሁ : ወዲያውም : በናንተ : ላይ : ብር

ቱን : ነፋስ : የሚልክ : በክሕደታ ችሁም : ምክንያት : የሚያሰጥማ ችሁ : መኾኑን : ከዚያም : በኛ : ላይ : በርሱ : ተከታይን : (ረዳትን) : ለናንተ : የማታገኙ : መኾኖችሁን : አትፈሩምን ?
 70 የአደምንም : ልጆች : በእርግጥ : (ከሌላው : ፍጡር) : አከበርናቸው በየብስና : በባሕርም : አስላፈር ናቸው ፤ ከመልካሞችም : (ሲሳዮች) : ሰጠናቸው ፤ ከፈጠርናቸውም : ፍጡሮች : በብዙዎቹ : ላይ : ማብለጥን : አበለጥናቸው ።
 71 ሰዎችን : ሁሉ : በመሪያቸው : የምንጠራበትን : ቀን : (አስታውስ) ፤ መጽሐፉንም : በቀኙ : የተሰጠ : ሰው : እነዚያ : መጽሐፋቸውን : ያነባሉ ፤ በተምር : ፍሬ : ስንጥቅ : ላይ : ያለውን : ክር : ያክል : እንኳ : አይበደሉም።
 72 በዚህችም : ዓለም : (ልብ) : ዕውር : የኾነ : ሰው : እርሱ : በመጨረሻይቱም : (ዓለም) : ይበልጥ : ዕውር : ነው ፤ መንገድንም : በጣም : የተሳሳተ : ነው ።
 73 እነሆ : ከዚያም : ወደ : አንተ : ካወረድነው : ሌላን : በኛ : ላይ : ትዋሽ : ዘንድ : ሊፈትነህ ፤ በእርግጥ : ተቃረቡ ፤ ያን : ጊዜም ፤ ወዳጅ : አድርገው : በያዙህ : ነበር ።
 74 ባላረጋንህም : ኖሮ : ወደነሱ : ጥቂትን : (ዝንባሌ) : ልትዘነበል : በእርግጥ : በተቃረብክ : ነበር ።
 75 ያን : ጊዜ : የሕይወትን : ድርብ : (ቅጣት) : የሞትንም : ድርብ : (ቅጣት) : ባቀመስነህ : ነበር ፤ ከዚያም : ላንተ : በኛ : ላይ : ረዳትን : አታገኝም : ነበር ።

76 ከምድሪቱም : (ከዓረብ : ምድር) : ከርሷ : ያወጡህ : ዘንድ : ሊያሸብሩህ : በእርግጥ : ተቃረቡ ፤ ያን : ጊዜም : ከአንተ : በኋላ : ጥቂትን : ጊዜ : እንጂ : አይቆዩም : ነበር ።
 77 ከመልክተኞቻችን : ካንተ : በፊት : በእርግጥ : እንደ : ላክና ችው : ሰዎች : ልማድ : ብጤ : (ይጠፉ : ነበር) ፤ ለልማዳችንም : መለወጥን : አታገኝም ።
 78 ሶላትን : ከፀሐይ : መዘንበል : እስከ : ሌሊት : ጨለማ : ድረስ : ስገድ ፤ የጉሀንም : ሶላት : ስገድ ፤ የጉሀ : ሶላት : (መላእክት) : የሚጣዱት : ነውና ።
 79 ከሌሊትም : ላንተ : ተጨማሪ : የኾነችን : ሶላት : በርሱ : (በቁርአን) : ስገድ ፤ ጌታህ : ምስጉን : በኾነ : ስፍራ : በእርግጥ : ያቆምሃል ።
 80 በልም : ጌታዬ : ሆይ ! የተወደደን : ማግባት : አግባኝ ፤ የተወደደንም : ማውጣት : አውጣኝ ፤ ለኔም : ከአንተ : ዘንድ : የተረዳን : ስልጣን : አድርግልኝ ።
 81 በልም : እውነት : መጣ : ውሸትም : ተወገደ ፤ እነሆ : ውሸት : ተወጋጅ : ነውና ።
 82 ከቁርአንም : ለምእመናን : መድገኒትና : እዝነት : የኾነን : እናወርዳለን ፤ በዳዮችንም : ከላራን : እንጂ : ሌላ : አይጨምርላቸውም።
 83 በሰውም : ላይ : ጸጋችንን : በለገሰን : ጊዜ : (ከምስጋና) : ይዞራል ፤ ጉኑንም : (ከውነት) : ያርቃል ፤ ችግርም : በነካው : ጊዜ : ተስፋ : ቆራጭ : ይኾናል ።
 84 ሁሉም : በሚመስለው : መንገዱ : ላይ : ይሠራል ፤ ጌታችሁም :

እርሱ : መንገዱ : ቀጥተኛ : የኾነውን : ሰው : ዐዋቂ : ነው : በላቸው ።
 85 ከሩሕም : (1) ይጠይቁሃል ፤ ሩሕ : ከጌታዬ : ነገር : (2) ነው : ከዕውቀትም : ጥቂትን : እንጂ : አልተሰጣችሁም ፤ በላቸው ።
 86 ብንሻም : ያንን : ወዳንተ : ያወረድነውን : በእርግጥ : እናስወግዳለን ፤ ከዚያም : ላንተ : በኛ : ላይ : በርሱ : (ለማስመለስ) : ተያዢን : አታገኝም ።
 87 ግን : ከጌታህ : በኾነው : እዝነት : (ጠበቅነው) ፤ ችሮታው : ባንተ : ላይ : ታላቅ : ነውና ።
 88 — ሰዎችም : ጋኒኖችም : የዚህን : ቁርአን : ብጤ : በማምጣት : ላይ : ቢሰበሰቡ : ከፈላቸው : ለከፊሉ : ረዳት : ቢኾንም : እንኳ : ብጤውን : አያመጡም ፤ በላቸው ።
 89 በዚህም : ቁርአን : ውስጥ : ከምሳሌው : ሁሉ : ለሰዎች : በእርግጥ : መላለስን ፤ አብዛኞቹም : ሰዎች : ከሕደትን : እንጂ : ሌላን : እምቢ : አሉ ።
 90 አሉም :— ለኛ : ከምድር : ምን ጭን : እስከምታፈነዳልን : ለአንተ : አናምንም ፤
 91 ወይም : ከዘምባባሎችና : ከወይን : የኾነች : አትክልት : ለአንተ : እስከምትኖርህና : በመካከልም : ጂረቶችን : በብዛት : እስከምታንቧጧ ፤
 92 ወይም : እንደምትለው : ከሰማይ : ቁራጮችን : በኛ : ላይ : እስከም

1 አካል : ሕያው : ከሚኾንባት : ነፍስ ።
 2 በዕውቀቱ : የተለየበት : ነገር : ነው ።

ታወድቅ ፤ ወይም ፡ አላህንና ፡ መላእክትን ፡ በግልጽ ፡ እስከምታመጣ ፤

93 ወይም ፡ ከወርቅ ፡ የኾነ ፡ ቤት ፡ ላንተ ፡ እስከሚኖርህ ፤ ወይም ፡ በሰማይ ፡ እስከምትወጣ ፤ ለመውጣትህም ፡ በኛ ፡ ላይ ፡ የምናነበው ፡ የኾነን ፡ መጽሐፍ ፡ እስከምታወርድልን ፡ ድረስ ፡ ፈጽሞ ፡ አናምንልህም ፤ (አሉ) ። ጌታዬ ፡ ጥራት ፡ ይገባው ፤ እኔ ፡ ሰው ፡ መልክተኛ ፡ እንጂ ፡ ሌላ ፡ አይደለሁም ፤ በላቸው ።

94 ሰዎችንም ፡ መሪ ፡ (ቁርአን) ፡ በመጣላቸው ፡ ጊዜ ፡ ከማመን ፡ አላህ ፡ ሰውን ፡ መልክተኛ ፡ አድርጎ ፡ ላክን ፤ ማለታቸው ፡ እንጂ ፡ ሌላ ፡ አልከለከላቸውም ።

95 ፡— በምድር ፡ ላይ ፡ ረግተው ፡ የሚኼዱ ፡ መላእክት ፡ በነበሩ ፡ ኖሮ ፡ በነሱ ፡ ላይ ፡ (ከጉሳቸው) ፡ የመልአክን ፡ መልክተኛ ፡ ባወረድን ፡ ነበር ፡ በላቸው ።

96 ፡— በኔና ፡ በናንተ ፡ መካከል ፡ መስካሪ ፡ በአላህ ፡ በቃ ፤ እርሱ ፡ በባሮቹ ፡ (ነገር) ፡ ውስጥ ፡ ዐዋቂ ፡ ተመልካች ፡ ነውና ፤ በላቸው ።

97 አላህም ፡ ያቀናው ፡ ሰው ፡ ቅኑ ፡ እርሱ ፡ ብቻ ፡ ነው ፤ ያጠመማቸውም ፡ ሰዎች ፡ ከርሱ ፡ ሌላ ፡ ለነርሱ ፡ ፈጽሞ ፡ ረዳት ፡ አታገኝላቸውም ፤ በትንሣኤ ፡ ቀንም ፡ ዕውሮች ፡ ዲዳዎችም ፡ ደንቀሮዎችም ፡ ኾነው ፡ በፊቶቻቸው ፡ ላይ ፡ (እየተገቡት) ፡ እንሰበስባቸዋለን ፤ መኖሪያቸው ፡ ገሀነም ፡ ናት ፤ (ነዲድዋ) ፡ በደከመች ፡ ቀጥር ፡ መንቀልቀልን ፡ እንጨምርባቸዋለን ።

98 ይህ ፡ (ቅጣት) ፤ እነርሱ ፡ በአንቀጾቻችን ፡ ስለ ፡ ካዱና ፡ አጥንቶችና ፡ ብስብሶች ፡ በኾን ፡ ጊዜ ፡ እኛ ፡ አዲስ ፡ ፍጥረት ፡ ኾነን ፡ ተቀስቃሾች ፡ ነን? ስላሉም ፡ ፍዳቸው ፡ ነው ።

99 ያ ፡ ሰማያትንና ፡ ምድርን ፡ የፈጠረ ፡ አላህ ፡ ብጤያቸውን ፡ በመፍጠር ፡ ላይ ፡ ቻይ ፡ መኾኑን ፡ በርሱ ፡ ጥርጣሬ ፡ የሌለበትንም ፡ ጊዜ ፡ (ለምትም ፡ ለትንሣኤም) ፡ ለነርሱ ፡ የወሰነ ፡ መኾኑን ፡ አላወቁምን? በደለኞችም ፡ ከከሕደት ፡ በቀር ፡ እምቢ ፡ አሉ ።

100 እናንተ ፡ የጌታዩን ፡ የችሮታ ፡ መካዚኖች ፡ ብትይዙ ፡ ኖሮ ፡ ያን ፡ ጊዜ ፡ በማውጣታችሁ ፡ ማለቋን ፡ በመፍራት ፡ በጨበጣችሁ ፡ ነበር ፤ ሰውም ፡ በጣም ፡ ቆጣቢ ፡ ነው ።

101 ለሙሳም ፡ ግልጽ ፡ የኾኑን ፡ ዘጠኝ ፡ ታምራቶች ፡ በእርግጥ ፡ ሰጠነው ፤ በመጣቸውም ፡ ጊዜ ፡ የእስራኤልን ፡ ልጆች ፡ (ከፈርዖን ፡ እንዲለቀቁ) ፡ ጠይቅ ፡ (አልነው) ፤ ፈርዖንም ፡— ሙሳ ፡ ሆይ! እኔ ፡ የተደገመብህ ፡ መኾንህን ፡ በእርግጥ ፡ እጠረጥርሃለሁ ፡ አለው ።

102 (ሙሳም) ፡— እነዚህን ፡ (ታምራቶች) ፡ መገሰጫዎች ፡ ሲኾኑ ፡ የሰማያትና ፡ የምድር ፡ ጌታ ፡ እንጂ ፡ ሌላ ፡ እንዳላወረዳቸው ፡ በእርግጥ ፡ ዐውቀሃል ፤ እኔም ፡ ፈርዖን ፡ ሆይ! የምትጠፋ ፡ መኾንህን ፡ በእርግጥ ፡ እጠረጥርሃለሁ ፡ አለው ።

103 ከምድርም ፡ ሊቀሰቅሳቸው ፡ አሰበ፤ እርሱንና ፡ ከርሱ ፡ ጋር ፡ የነበሩት

ንም ፡ ሰዎች ፡ ሁሉንም ፡ አሰጠም ፡ ናቸው ።

104 ከርሱም ፡ በኋላ ፡ ለእስራኤል ፡ ልጆች ፡— ምድሪቱን ፡ ተቀመጡ ባት ፡ የኋለኛይቱም ፡ (ሰዓት) ፡ ቀጠሮ ፡ በመጣ ፡ ጊዜ ፡ እናንተን ፡ የተከማቻችሁ ፡ ስትኾኑ ፡ እናመጣችኋለን ፤ አልናቸው ።

105 (ቁርአንን) ፡ በውነትም ፡ አወረድነው ፤ በውነትም ፡ ወረደ ፤ አንተንም ፡ አብሳሪና ፡ አስጠንቃቂ ፡ አድርገን ፡ እንጂ ፡ አልላክንህም።

106 ቁርአንንም ፡ በሰዎች ፡ ላይ ፡ በዝግታ ፡ ላይ ፡ ኾነህ ፡ ታነበው ፡ ዘንድ ፡ ከፋፈልነው ፤ ቀስ ፡ በቀስ ፡ ማውረድንም ፡ አወረድነው ።

107 ፡— በርሱ ፡ እመኑ ፡ ወይም ፡ አትመኑ ፡ በላቸው ፤ (1) እነዚያ ፡ ከርሱ ፡ በፊት ፡ ዕውቀትን ፡ የተሰጡት ፡ በነሱ ፡ ላይ ፡ በተነበበ ፡

1 ላቻ ፡ ነው ፤ ወጡትን ፡ ታገኙታላችሁ ፡ ግለት ፡ ነው ።

ጊዜ ፡ ሰጋጆች ፡ ኾነው ፡ በሽንጉ በቶቻቸው ፡ (2) ላይ ፡ ይወድቃሉ፤


108 ይላሉም ፡— ጌታችን ፡ ጥራት ፡ ይገባው ፤ እነሆ ፡ የጌታችን ፡ ተስፋ ፡ ተፈጻሚ ፡ ነው ።

109 እያለቀሱም ፡ በሽንጉ በቶቻቸው ፡ ላይ ፡ ይወድቃሉ፤ (አላህን) ፡ መፍራትንም ፡ ይጨምራላቸዋል።

110 ፡— አላህን ፡ ጥሩ ፤ ወይም ፡ አልረሕማንን ፡ ጥሩ ፤ (ከሁለቱ) ፡ ማንኛውንም ፡ ብትጠሩ ፡ (መልካም ፡ ነው) ፤ ለርሱ ፡ መልካም ፡ ስሞች ፡ አሉትና ፡ በላቸው ፤ በስግደትህም ፡ (ስታነብ) ፡ አትጨህ ፤ በርሷም ፡ ድምዕህን ፡ ዝቅ ፡ አታድርግ ፤ በዚህም ፡ መካከል ፡ መንገድን ፡ ፈልግ ።

111 ፡— ምስጋና ፡ ለአላህ ፡ ለዚያ ፡ ልጅን ፡ ላልያዘው ፡ ለርሱም ፡ በንግሥናው ፡ ተጋሪ ፡ ለሌለው ፡ ለርሱም ፡ ከውርደት ፡ ረዳት ፡ ለሌለው ፡ ይገባው ፡ በልም ፤ ማክበርንም ፡ አክብረው ።

2 በአገሮቻቸው ።



በአላህ ፡ ስም ፡ እጅግ ፡ በጣም ፡
 ርገሩህ ፡ በጣም ፡ አዛኝ ፡ በሆነው።
 1 ምስጋና ፡ ለአላህ ፡ ለዚያ ፡ መጽ
 ሐፉን ፡ በውስጡ ፡ መጣመምን ፡
 (1) ያላደረገበት ፡ ሲኾን ፡ በባ
 ሪያው ፡ ላይ ፡ ላወረደው ፡ ይገ
 ባው ።
 2 ቀጥተኛ ፡ ሲኾን ፡ ከርሱ ፡ ዘንድ ፡
 የኾነን ፡ ብርቱን ፡ ቅጣት ፡ ሊያስ
 ፈራራበት ፡ እነዚያንም ፡ በጎ ፡
 ሥራዎችን ፡ የሚሠሩትን ፡ ምእመ
 ናን ፡ ለነሱ ፡ መልካም ፡ ምንዳ ፡
 ያልላቸው ፡ መኾኑን ፡ ሊያበስር
 በት ፤ (አወረደው) ።
 3 በርሱ ፡ ውስጥ ፡ ዘላለም ፡ የሚቆ
 ዩበት ፡ ሲኾኑ ፤ (ያላቸው ፡ መኾ
 ኑን) ፤
 4 እነዚያንም ፡ —አላህ ፡ ልጄን ፡
 ይዟል ፡ ያሉትን ፡ ሊያስፈራራ
 በት ፡ (አወረደው) ።
 5 ለነሱም ፡ ለአባቶቻቸውም ፡ በርሱ ፡
 ምንም ፡ ዕውቀት ፡ የላቸውም ፤
 ከአፍቻቸው ፡ የምትወጣውን ፡
 ቃል ፡ ምን ፡ አከበዳት! ውሸትን ፡
 እንጂ ፡ አይናገሩም ።
 6 በዚህም ፡ ንግግር ፡ (በቁርአን) ፡
 ባያምኑ ፡ በፈለጉቻቸው ፡ ላይ ፡
 (2) በቁጭት ፡ ነፍስህን ፡ አጥፊ ፡
 ልትኾን ፡ ይፈራልሃል ።
 7 እኛ ፡ ማንኛቸው ፡ ሥራው ፡
 ያማረ ፡ መኾኑን ፡ ልንፈትናቸው ፡

በምድር ፡ ላይ ፡ ያለን ፡ ሁሉ ፡
 ለርሷ ፡ ጌጥ ፡ አደረግን ፤
 8 እኛም ፡ በርሷ ፡ ላይ ፡ ያለውን ፡
 (በመጨረሻ) ፡ በእርግጥ ፡ በቃይ ፡
 የሌለበት ፡ ምልጥ ፡ ዐፈር ፡ አድ
 ራጊዎች ፡ ነን ።
 9 የዋሻውና ፡ የሰሌዳው ፡ (1) ባለቤ
 ቶች ፡ ከታምራቶቻችን ፡ ሲኾኑ ፡
 ግሩም ፡ መኾናቸውን ፡ አሰብ
 ክን ?
 10 ጎበዞቹ ፡ ወደ ፡ ዋሻው ፡ በተጠ
 ጉና ፡ — ጌታችን ፡ ሆይ! ከአንተ ፡
 ዘንድ ፡ እዝነትን ፡ ስጠን ፤ ለኛም ፡
 ከነገራችን ፡ ቅንን ፡ አዘጋጅልን ፡
 ባሉ ፡ ጊዜ ፡ (አስታውስ) ።
 11 በዋሻውም ፡ ውስጥ ፡ የተቆጠ
 ሩን ፡ ዓመታት ፡ በጀርዎቻቸው ፡
 ላይ ፡ መታገባቸው ። (2)
 12 ከዚያም ፡ ከሁለቱ ፡ ክፍሎች ፡ (3)
 ለቆዩት ፡ ጊዜ ፡ ልክ ፡ ያረጋገ
 ጠው ፡ ማንኛው ፡ መኾኑን ፡ ልና
 ውቅ ፡ አስነሳናቸው ።
 13 እኛ ፡ ወራያቸውን ፡ በአንተ ፡
 ላይ ፡ በውነት ፡ እንተርካለን ፤
 እነሱ ፡ በጌታቸው ፡ ያመኑ ፡ ጎበ
 ዞች ፡ ናቸው ፤ መመራትንም ፡
 ጨመርንላቸው ።

1 በላዩ ፡ ላይ ፡ ስግቸው ፡ የተጸረበት ።
 2 መስግትን ፡ የሚከለክልን ፡ ግርዶሽ ፡
 እንቅልፍን ፡ ጣልንባቸው ።
 3 የቆዩት ፡ ጊዜያት ፡ ምን ፡ ያህል ፡ ነው ፡
 በማለት ፡ ከተከራከሩት ።

1 ተቃርኖን ፡ ጥበብ ፡ አልባ ፡ መኾንን።
 2 ከእምቢታቸው ፡ በኋላ ።

14 (በንጉሣቸው ፡ ፊት) ፡ በቆሙና ፡-
 ጌታችን ፡ የሰማያትና ፡ የምድር ፡
 ጌታ ፡ ነው ፤ ከርሱ ፡ ሌላ ፡ አምላ
 ክን ፡ እንግዳም ፤ ያን ፡ ጊዜ ፡
 (ሌላን ፡ ብናመልክ) ፡ ወሰን ፡ ያለ
 ፈን ፡ (ንግግር) ፡ በእርግጥ ፡ ተናገ
 ርን ፡ ባሉ ፡ ጊዜ ፡ ልቦቻቸውን ፡
 አጠነክርን ።
 15 እነዚህ ፡ ሕዝቦቻችን ፡ ከርሱ ፡
 ሌላ ፡ አማልክትን ፡ ያዙ ፤ (እውነ
 ተኞች ፡ ከኾኑ) ፡ በነርሱ ፡ ላይ ፡
 ግልጽ ፡ ማስረጃን ፡ ለምን ፡ አያመ
 ጡም ፤ በአላህም ፡ ላይ ፡ ውሸትን ፡
 ከሚቀጣጥፍ ፡ ይበልጥ ፡ በዳይ ፡
 ማነው? (አሉ) ።
 16 —እነርሱንና ፡ ያንን ፡ ከአላህ ፡
 ሌላ ፡ የሚግዝዙትን ፡ በተለያቸው ፡
 ጊዜ ፡ ወደ ፡ ዋሻው ፡ ተጠጉ ፤ ጌታ
 ቸው ፡ ለናንተ ፡ ከችሮታው ፡ ይዘ
 ረጋላችኋልና ፤ ከነገራችሁም ፡
 ለናንተ ፡ መጠቃቀሚያን ፡ ያዘጋ
 ጅላችኋል ፤ (ተባባሉ) ።
 17 ፀሐይንም ፡ በወጣች ፡ ጊዜ ፡ ከዋሻ
 ቸው ፡ ወደ ፡ ቀኝ ፡ ጎን ፡ ስታዘነ
 ብል ፡ ታያታለህ ፤ በገባችም ፡
 ጊዜ ፡ እነርሱ ፡ ከርሱ ፡ በሰፊው ፡
 ስፍራ ፡ ውስጥ ፡ ኾነው ፡ ሳሉ ፡
 ወደ ፡ ግራ ፡ በኩል ፡ ትተዋቸዋ
 ለች ፤ ይህ ፡ ከአላህ ፡ ታምራቶች ፡
 ነው ፤ አላህ ፡ የሚያቀናው ፡ ሰው ፡
 ቅኑ ፡ እርሱ ፡ ብቻ ፡ ነው ፤ የሚያ
 ጠመውም ፡ ሰው ፡ ለርሱ ፡ አቅ
 ኝን ፡ ረዳት ፡ አታገኝለትም ።
 18 እነሱም ፡ የተኙ ፡ ኾነው ፡ ሳሉ ፡
 (ዓይኖቻቸው ፡ በመከፈታቸው) ፡
 ንቁዎች ፡ ናቸው ፡ ብለህ ፡ ታስ
 ባቸዋለህ ፤ ወደ ፡ ቀኝ ፡ ጎንና ፡
 ወደ ፡ ግራ ፡ ጎንም ፡ እናገላብጣቸ
 ዋለን ፤ ውሸቸውም ፡ ሁለት ፡

ክንዶቹን ፡ በዋሻው ፡ በር ፡ ላይ ፡
 ዘርግቷል ፤ በነሱ ፡ ላይ ፡ ዘልቀህ ፡
 ብታይ ፡ ኖሮ ፡ የምትሸሽ ፡ ኾነህ ፡
 በዞርክ ፡ ነበር ፡ ከነሱም ፡ በእር
 ግጥ ፡ ፍርሃትን ፡ በተመላህ ፡
 ነበር ።
 19 እንዲሁም ፡ በመካከላቸው ፡ እንዲ
 ጠያየቁ ፡ ቀስቀስናቸው ፤ ከነሱ ፡
 አንድ ፡ ተናጋሪ ፡ — ምን ፡ ያክል ፡
 ቆያችሁ? አለ ፤ አንድን ፡ ቀን ፡
 ወይም ፡ የቀንን ፡ ከፊል ፡ ቆየን ፡
 አሉ ፤ (1) ጌታችሁ ፡ የቆያችሁ
 ትን ፡ ጊዜ ፡ ልክ ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ፤
 ከዚችም ፡ ብራችሁ ፡ ጋር ፡ አን
 ዳችሁን ፡ ወደ ፡ ከተማይቱ ፡ ላኩ ፤
 ከምግቦችዎ ፡ የትኛዎ ፡ ጉጹሕ ፡
 መኾንዎንም ፡ ይመልከት ፤ ከር
 ሱም ፡ (ከንጹሐ) ፡ ምግብን ፡ ያም
 ጣላችሁ ፤ ቀስም ፡ ይበል ፤ በናን
 ተም ፡ አንድንም ፡ ሰው ፡ አያሳ
 ውቅ ፡ አሉ ።
 20 እነሱ ፡ በናንተ ፡ ላይ ፡ ቢዘልቁ ፡
 ይቀጠቅጧችኋልና ፤ ወይም ፡ ወደ ፡
 ሃይማኖታቸው ፡ ይመልሷችኋል ፤
 ያን ፡ ጊዜም ፡ በፍጹም ፡ ፍላጎታ
 ቸሁን ፡ አታገኙም ፡ (ተባባሉ) ።
 21 እንደዚሁም ፡ የአላህ ፡ ቀጠሮ ፡
 እርግጠኛ ፡ መኾኑን ፡ ሰዓቲቱም ፡
 በርሷ ፡ ጥርጣሬ ፡ የሌለ ፡ መኾ
 ኑን ፡ ያውቁ ፡ ዘንድ ፡ በነርሱ ፡
 ላይ ፡ (ስዎችን) ፡ አሳወቅን ፤
 (አማኞቹና ፡ ከሐዲዎቹ) ፡ ነገራቸ
 ውን ፡ በመካከላቸው ፡ ሲከራከሩ ፡
 (የኾነውን ፡ አስታውስ ፤ ከሐዲ
 ዎቹ) ፡ — በነሱ ፡ ላይም ፡ ግንብን ፡
 ገንቡ ፡ አሉ ፤ ጌታቸው ፡ በነሱ ፡

1 እዋሻው ፡ የጎቡት ፡ ፀሐይ ፡ ስትወጣ ፡
 የተቀሰቀሱት ፡ ፀሐይ ፡ ስትገባ ፡ ነበርና ፡
 ያው ፡ ቀን ፡ ስለ ፡ መሰላቸው ፡ ነው ።

ይበልጥ ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ። እነዚያ ፡ በነገራቸው ፡ ላይ ፡ ያሸነፉት ፡ (ምእ መናን) ፡ በነሱ ፡ ላይ ፡ በእርግጥ ፡ መስጊድን ፡ እንሠራለን ፡ አሉ ።

22 በሩቅ ፡ ወርዋሪዎች ፡ ሽንው ፡ (በጥርጣራ) ፡ — ሦስት ፡ ናቸው ፤ አራተኛቸው ፡ ውሻቸው ፡ ነው ፡ ይላሉ ፤ አምስት ፡ ናቸው ፤ ስድስተኛቸው ፡ ውሻቸው ፡ ነው ፡ ይላሉ ፤ ሰባት ፡ ናቸው ፤ ስምንተኛቸው ፡ ውሻቸው ፡ ነው ፡ ይላሉ ። ጌታዬ ፡ ቀጥራቸውን ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ፤ ጥቂት ፡ (ሰው) ፡ እንጂ ፡ አያውቃቸውም ፡ በላቸው ፤ በነሱም ፡ ነገር ፡ ግልጽን ፡ ክርክር ፡ እንጂ ፡ (ጠልቀህ) ፡ አትከራከር ፤ በነሱም ፡ ጉዳይ ፡ ከነሱ ፡ (ከመጽሐፉ ፡ ሰዎች) ፡ አንድንም ፡ አትጠይቅ ።

23 ለማንኛውም ፡ ነገር ፡ — እኔ ፡ ይህንን ፡ ነገ ፡ ሠራ ፡ ነኝም ፡ አትበል ።

24 አላህ ፡ የሻ ፡ እንደ ፡ ሽን ፡ (እሠራዋለሁ ፡ ብትል) ፡ እንጂ ፤ በረሳህም ፡ ጊዜ ፡ ጌታህን ፡ አውሳ ፤ ጌታዬም ፡ ከዚህ ፡ ይበልጥ ፡ ለቀጥታ ፡ የቀረበን ፡ ሊመራኝ ፡ ይከጀላል ፡ በላቸው ።

25 በዋሻቸውም ፡ ውስጥ ፡ ሦስት ፡ መቶ ፡ ዓመታትን ፡ ቆዩ ፤ ዘጠኝንም ፡ ጨመሩ ።

26 — አላህ ፡ የቆዩትን ፡ ልክ ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ፡ በላቸው ፤ የሰማያትና ፡ የምድር ፡ ምስጢር ፡ የሱ ፡ ብቻ ፡ ነው ፤ እርሱ ፡ ምን ፡ ያይ ፤ ምን ፡ ይሰማም ፤ ለነርሱ ፡ ከርሱ ፡ በቀር ፡ ምንም ፡ ረዳት ፡ የላቸውም ፤ በፍርዱም ፡ አንድንም ፡ አያጋራም ።

27 ከጌታህም ፡ መጽሐፍ ፡ ወደ ፡ አንተ ፡ የተወረደውን ፡ አንብብ ፤

ለቃላቶቹ ፡ ለዋጭ ፡ የላቸውም ፤ ከርሱም ፡ በቀር ፡ መጠጊያን ፡ በፍጹም ፡ አታገኝም ።

28 ነፍስህንም ፤ ከነዚያ ፡ ጌታቸውን ፡ ፊቱን ፡ (ውዴታውን) ፡ የሚሹ ፡ ሽንው ፡ በጢትና ፡ በማታ ፡ ከሚግገዙት ፡ ጋር ፡ አስታግሥ ፤ የቅርቤቱንም ፡ ሕይወት ፡ ሽልማት ፡ የምትሻ ፡ ሽንህ ፡ ዓይኖችህ ፡ ከነሱ ፡ (ወደ ፡ ሌላ) ፡ አይለፉ ፤ ልቡንም ፡ እኛን ፡ ከማስታወስ ፡ ያዘነጋነውን ፡ ፍላጎቱንም ፡ የተከተለውን ፡ ነገሩም ፡ ሁሉ ፡ ወሰን ፡ ማለፍ ፡ የሾነውን ፡ ሰው ፡ አትታዘዝ ።

29 — እውነቱም ፡ ከጌታችሁ ፡ ነው ፤ የሻም ፡ ሰው ፡ ይመን ፤ የሻም ፡ ሰው ፡ ይካድ ፡ በላቸው ፤ እኛ ፡ ለበደለኞች ፡ አጥርዋ ፡ በነሱ ፡ የከበበ ፡ የሾነችውን ፡ እሳት ፡ አዘጋጅተናል ፤ (ከጥም) ፡ እርዳታንም ፡ ቢፈልጉ ፡ እንደ ፡ ዘይት ፡ ዝቃጭ ፡ ባለ ፡ ፊቶችን ፡ በሚጠብስ ፡ ውሃ ፡ ይረዳሉ ፤ መጠጡ ፡ ከፋ ፤ መደገፊያይቱም ፡ ምንኛ ፡ አስከፋች !

30 እነዚያ ፡ ያመኑና ፡ መልካም ፡ ሥራዎችንም ፡ የሠሩ ፡ እኛ ፡ ሥራን ፡ ያሳመረን ፡ ሰው ፡ ምንዳ ፡ አናጠፋም ።

31 እነዚያ ፡ ለነሱ ፡ የመኖሪያ ፡ ገንቶች ፡ ከስርቻቸው ፡ ወንዞች ፡ የሚፈሱባቸው ፡ አሏቸው ፤ በርሷ ፡ ውስጥ ፡ ከወርቅ ፡ የሾኑን ፡ አንባሮች ፡ ይሸለማሉ ፤ ከቀጭን ፡ ሐርና ፡ ከወፍራም ፡ ሐርም ፡ አረንጓዴን ፡ ልብሶች ፡ ይለብሳሉ ፤ በውስጡ ፡ በባለ ፡ አጎብር ፡ አልጋዎች ፡ ላይ ፡ የተደገፉ ፡ ሽንው ፡

(ይቀመጣሉ) ፤ ምንዳቸው ፡ ምን ፡ ያምር ፤ መደገፊያይቱም ፡ ምንኛ ፡ አማረች !

32 ለነሱም ፡ የሁለትን ፡ ሰዎች ፡ ምሳሌ ፡ ግለጽላቸው ፤ ለአንደኛቸው ፡ (ለከሐዲው) ፡ ከወይኖች ፡ የሾኑን ፡ ሁለት ፡ አትክልቶች ፡ አደረግንለት ፤ በዘምባባም ፡ አከበብኛቸው ፤ በመካከላቸውም ፡ አዝመራን ፡ አደረግን ።

33 ሁለቱም ፡ አትክልቶች ፡ ሰብላቸውን ፡ ሰጡ ፤ ከርሱም ፡ ምንም ፡ አላጎደሉም ፤ በመካከላቸውም ፡ ወንዝን ፡ አፈሰስን ።

34 ለርሱም ፡ (ከአትክልቶቹ ፡ ሌላ ፡ ፍሬያማ) ፡ ሀብት ፡ ነበረው ፡ ለንደኛውም ፡ (ለአማኙ) ፡ እርሱ ፡ የሚወዳደረው ፡ ሲሾን ፡ — እኔ ፡ ካንተ ፡ በገንዘብ ፡ ይበልጥ ፡ የበዛሁ ፡ በወገንም ፡ ይበልጥ ፡ የበረታሁ ፡ ነኝ ፡ አለው ።

35 እርሱም ፡ ነፍሱን ፡ በዳይ ፡ ሾኖ ፡ ወደ ፡ አትክልቱ ፡ ገባ ፤ ይህች ፡ ዘላለም ፡ ትጠፋለች ፡ ብዬ ፡ አልጠረጥርም ፡ አለ ።

36 ሰዓቲቱንም ፡ ቋሚ ፡ (ኋኝ) ፡ ናት ፡ ብዬ ፡ አልጠረጥርም ፤ (እንደምትለው) ፡ ወደ ፡ ጌታዬም ፡ ብመለስ ፡ ከርሷ ፡ የበለጠን ፡ መመለሻ ፡ በእርግጥ ፡ አገኛለሁ ፡ (አለው) ።

37 ጓደኛው ፡ (አማኙ) ፡ እርሱ ፡ ለርሱ ፡ የሚመላለሰው ፡ ሲሾን ፡ — በዚያ ፡ ከዐፈር ፡ ከዚያም ፡ ከፍቶት ፡ ጠብታ ፡ በፈጠረህ ፡ ከዚያም ፡ ሰው ፡ ባደረገህ ፡ (አምላክ) ፡ ካድህን ? አለው ።

38 እኔ ፡ ግን ፡ እርሱ ፡ አላህ ፡ ጌታዬ ፡ ነው ፤ (እላለሁ) ፤ በጌታዬም ፡ አንድንም ፡ አላጋራም ።

39 አትክልትህንም ፡ በገባህ ፡ ጊዜ ፡ አላህ ፡ የሻው ፡ ይሾፍል ፤ በአላህ ፡ ቢሾን ፡ እንጂ ፡ ገይል ፡ የለም ፤ አትልም ፡ ኖራልን ? እኔን ፡ በገንዘብም ፡ በልጅም ፡ ካንተ ፡ በጣም ፡ ያነሰኩ ፡ ሾኜ ፡ ብታየኝ ።

40 ጌታዬ ፡ ከአትክልትህ ፡ የበለጠን ፡ ሊሰጠኝ ፡ በርሷም ፡ (በአትክልትህ) ፡ ላይ ፡ ከሰማይ ፡ መብረቆችን ፡ ሊልክባትና ፡ የምታንዳልጥ ፡ ምልጥ ፡ ምድር ፡ ልትሾን ፡ ይቻላል ።

41 ወይም ፡ ውሃው ፡ ሠራጊ ፡ ሊሾን ፡ (ይሻላል) ፤ ያንጊዜ ፡ ለርሱ ፡ መፈለግን ፡ ፈጽሞ ፡ አትሻልም ፡ (አለው) ።

42 ሀብቱም ፡ ተጠፋ ፤ እርሷ ፡ በዳሶችዋ ፡ ላይ ፡ የወደቀች ፡ ሾና ፡ በርሷ ፡ ባወጣው ፡ ገንዘብ ፡ ላይ ፡ (እየተጸጸተ) ፡ መዳፎቹን ፡ የሚያገላብጥና ፡ ወይ ፡ ጸጸቱ ፤ በጌታዬ ፡ አንድንም ፡ ባላጋራሁ ፡ የሚል ፡ ሾኜ ።

43 ለርሱም ፡ ከአላህ ፡ ሌላ ፡ የሚረዱት ፡ ጭፍሮች ፡ አልነበሩትም ፤ ተረጂም ፡ አልነበረም ።

44 እዚያ ፡ ዘንድ ፡ (በትንሣኤ ፡ ቀን) ፡ ስልጣኑ ፡ እውነተኛ ፡ ለሾነው ፡ አላህ ፡ ብቻ ፡ ነው ፤ እርሱ ፡ በመመንዳት ፡ የበለጠ ፡ ፍጹሚንም ፡ በማሳመር ፡ የበለጠ ፡ ነው ።

45 ለነሱም ፡ የቅርቤቱን ፡ ሕይወት ፡ ምሳሌ ፡ አውሳላቸው ፤ (እርስዋ) ፡ ከሰማይ ፡ እንዳወረድነው ፡ ውሃ ፡ በርሱም ፡ የምድር ፡ በቃይ ፡ እንደ ፡ ተቀላቀለበት ፡ (ከተዋበ) ፡ በኋላ ፡ ደርቆ ፡ ነፋሶችም ፡ የሚያበኑት ፡ ደቃቅ ፡ እንደ ፡ ሾኑ ፡ ብጤ

ናት ፤ አላህም ፡ በነገሩ ፡ ሁሉ ፡ ላይ ፡ ቻይ ፡ ነው ።

46 ገንዘብና ፡ ወንዶች ፡ ልጆች ፡ የቅርብ ፡ ሕይወት ፡ ጌታች ፡ ናቸው ፤ መልካሞቹም ፡ ቀሪዎች ፡ (ሥራዎች) ፡ እንታህ ፡ ዘንድ ፡ በምንዳ ፡ በላጭ ፡ ናቸው ፤ በተስፋም ፡ በላጭ ፡ ናቸው ።

47 ተራራዎችንም ፡ የምናስኬድበትን ፡ ቀን ፡ (አስታውስ) ፤ ምድርንም ፡ ግልጽ ፡ ኾና ፡ ታያታለህ ፤ እንሰበስባቸዋለንም ፤ ከነሱም ፡ አንድንም ፡ አንተውም ።

48 የተሰለፉም ፡ ኾነው ፡ በጌታህ ፡ ላይ ፡ ይቀረባሉ ፤ (ይባላሉም) ፡ በመጀመሪያ ፡ ጊዜ ፡ እንደ ፡ ፈጠርናትሁ ፡ (ራቁታችሁን) ፡ በእርግጥ ፡ መጣችሁን ፤ በውነቱ ፡ ለናንተ ፡ (ለመቀስቀሻ) ፡ ጊዜን ፡ አናደርግም ፡ መስጧችሁ ፡ ነበር ።

49 (ለሰው ፡ ሁሉ) ፡ መጽሐፍም ፡ ይቀረባል ፤ ወዲያውም ፡ ከሐዲዎችን ፡ በውስጡ ፡ ካለው ፡ ነገር ፡ ፈሪዎች ፡ ኾነው ፡ ታያቸዋለህ ፤ ጥፋታችን ፡ ለዚህ ፡ መጽሐፍ ፡ (ከሥራ) ፡ ትንሽንም ፡ ትልቅንም ፡ የቆጠራት ፡ ቢኾን ፡ እንጂ ፡ የማይተውው ፡ ምን ፡ አለው ? ይላሉም ፤ የሠሩትንም ፡ ነገር ፡ ሁሉ ፡ ቀራቢ ፡ ኾኖ ፡ ያገኙ ታል ፤ ጌታህም ፡ አንድንም ፡ አይበድልም ።

50 ለመላእክትም ፡ ለአደም ፡ ስገዳ ፡ ባልናቸው ፡ ጊዜ ፡ (የኾነውን ፡ አስታውስ) ። ወዲያውም ፡ ሰገዳ ፤ አብሊስ ፡ ብቻ ፡ ሲቀር ፤ ከጋኔን ፡ (ጉሳ) ፡ ነበር ፤ ከጌታውም ፡ ትእዛዝ ፡ ወጣ ፤ እርሱንና ፡ ዘሮቹን ፡ እነሱ ፡ ለናንተ ፡ ጠላቶች ፡ ሲ

ኾኑ ፡ ከኔ ፡ ሌላ ፡ ረዳቶች ፡ አድርጋችሁ ፡ ትይዛላችሁን ? ለበዳዮች ፡ ልዋጭነቱ ፡ ከፋ ! (1)

51 የሰማያትንና ፡ የምድርን ፡ አፈጣጠር ፡ አላሳየንቸውም ፤ የነፍሱን ቸውንም ፡ አፈጣጠር ፡ (እንደዚሁ) ፤ አላሳዩችንም ፡ ረዳቶች ፡ አድርጌ ፡ የምይዝ ፡ አይደለሁም ።

52 እነዚያንም ፡ (አምላክ) ፡ የምትሏቸውን ፡ ተጋሪዎቹን ፡ ጥሩ ፡ የሚልበትን ፡ ቀን ፡ (አስታውስ) ፤ ይጠሩዎቸዋልም ፤ ግን ፡ አይመልሱላቸውም ፤ በመካከላቸውም ፡ መጥፊያን ፡ ስፍራ ፡ (ገሀነምን) ፡ አደረግን ።

53 ከሐዲዎችም ፡ እሳትን ፡ ያያሉ ፤ እነርሱም ፡ በውስጥ ፡ ወዳቂዎች ፡ መኾናቸውን ፡ ያረጋግጣሉ ፤ ከርሷም ፡ መሸሻን ፡ አያገኙም ።

54 በዚህም ፡ ቁርአን ፡ ውስጥ ፡ ከየምሳሌው ፡ ሁሉ ፡ ለሰዎች ፡ መላልሰን ፡ ገለጽን ፤ ሰውም ፡ ከነገሩ ፡ ሁሉ ፡ ይበልጥ ፡ ክርክረ ፡ ብዙ ፡ ነው ።

55 ሰዎችንም ፡ መምሪያ ፡ በመጣላቸው ፡ ጊዜ ፡ ከማመንና ፡ ጌታቸውንም ፡ ምሕረትን ፡ ከመለመን ፡ የመጀመሪያዎቹ ፡ (ሕዝቦች) ፡ ልማድ ፡ (መጥፋት) ፡ ልትመጣባቸው ፡ ወይም ፡ ቅጣቱ ፡ በያይነቱ ፡ ሊመጣባቸው ፡ (መጠባበቅ) እንጂ ፡ ሌላ ፡ አልከለከላቸውም ።

56 መልክተኞችንም ፡ አብላሪዎችና ፡ አስፈራሪዎች ፡ ኾነው ፡ እንጂ ፡ አንልክም ፤ እነዚያ ፡ የካዱትም ፡ በውሸት ፡ እውነቱን ፡ በሱ ፡ ሊያበላሹ ፡ ይከራከራሉ ፤ አንቀጾቹ

1 ኢብሊስን ፡ በአላህ ፡ ለውጥ ፡ መያዛቸው ፡ ከፋ።

ንና ፡ በርሱ ፡ የተስፈራራበትንም ፡ ነገር ፡ ማላገጫ ፡ አድርገው ፡ ያዙ ።

57 በጌታውም ፡ አንቀጾች ፡ ከተገሠጸና ፡ ከርሷ ፡ ከዞረ ፡ እጆቹም ፡ ያስቀደሙትን ፡ ነገር ፡ ከረሳ ፡ ሰው ፡ ይበልጥ ፡ በዳይ ፡ ማነው? እኛ ፡ በልቦቻቸው ፡ ላይ ፡ እንዳያውቁት ፡ ሺፋኖችን ፡ በጆሮዎቻቸውም ፡ ውስጥ ፡ ድንቁርናን ፡ አደረግን ፤ ወደ ፡ መመራትም ፡ ብትጠራቸው ፡ ያንጊዜ ፡ ፈጽሞ ፡ አይመሩም ።

58 ጌታህም ፡ በጣም ፡ መሐሪው ፡ የእዝነት ፡ ባለቤቱ ፡ ነው ፤ በሠሩት ፡ ሥራ ፡ ቢይዛቸው ፡ ኖሮ ፡ ቅጣቱን ፡ ለነሱ ፡ ባስቸከለባቸው ፡ ነበር ፤ ግን ፡ ለነሱ ፡ ከርሱ ፡ ሌላ ፡ መጠጊያን ፡ ፈጽሞ ፡ የማያገኙበት ፡ ቀጠሮ ፡ አላቸው ።

59 እነዚህ ፡ ከተሞችም ፡ በበደሉ ፡ ጊዜ ፡ አጠፋናቸው ፤ ለመጥፊያቸውም ፡ የተወሰነ ፡ ጊዜን ፡ አደረግን ።

60 ሙሳም ፡ ለወጣቱ ፡ (1) የሁለቱን ፡ ባሕሮች ፡ መገናኛ ፡ እስከምደርስ ፡ ወይም ፡ ብዙን ፡ ጊዜ ፡ እስከምኬድ ፡ ድረስ ፡ (ከመጓዝ) ፡ አልወገድም ፡ ያለውን ፡ (አስታውስ) ።

61 የሁለቱን ፡ መገናኛ ፡ በደረሱም ፡ ጊዜ ፡ ዐሣቸውን ፡ ረሱ ፤ (ዐሣው) ፡ መንገዱንም ፡ በባሕሩ ፡ ውስጥ ፡ ቀዳዳ ፡ አድርጎ ፡ ያዘ ።

62 ባለፉም ፡ ጊዜ ፡ ለወጣቱ ፡ ምሳችንን ፡ ስጠን ፤ ከዚህ ፡ ጉዟችን ፡ ለእርግጥ ፡ ድካምን ፡ አግኝተናልና ፡ አለ ።

63 ፡— አየህን ? ወደ ፡ ቋጥኝዋ ፡ በተጠጋን ፡ ጊዜ ፡ እኔ ፡ ዐሣውን ፡ ረሳሁ ፤ ማስታወሱንም ፡ ሰይጣን ፡ እንጂ ፡ ሌላ ፡ አላስረሳኝም ፤ በባሕሩም ፡ ውስጥ ፡ መንገዱን ፡ አስደናቂ ፡ (መንገድ) ፡ አድርጎ ፡ ያዘ ፡ አለ ። (1)

64 (ሙሳም) ፡ ይህ ፡ እንፈልገው ፡ የነበርነው ፡ ነው ፡ አለው ፤ በፈለጋቸውም ፡ ላይ ፡ እየተከተሉ ፡ ተመለሱ ።

65 ከባሮቻችንም ፡ ከኛ ፡ ዘንድ ፡ ችሮታን ፡ የሰጠነውን ፡ ከኛም ፡ ዘንድ ፡ ዕውቀትን ፡ ያስተማርነውን ፡ አንድን ፡ ባሪያ ፡ (ኸድርን) ፡ አገኙ ።

66 ሙሳ ፡ ለርሱ ፡— ከተማርከው ፡ ነገር ፡ ቀጥተኛን ፡ (ዕውቀት) ፡ ታስተምረኝ ፡ ዘንድ ፡ ልከተልህን ? አለው ።

67 (ባሪያውም) ፡ አለ ፡— አንተ ፡ ከኔ ፡ ጋር ፡ መታገሥን ፡ በጭራሽ ፡ አትችልም ።

68 በዕውቀትም ፡ በርሱ ፡ ባላዳረስከው ፡ ነገር ፡ ላይ ፡ እንዴት ፡ ትታገላለህ ?

69 (ሙሳ) ፡ አላህ ፡ የሻ ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡ ታጋሽና ፡ ላንተ ፡ ትእዛዝን ፡ የማልጥስ ፡ ኾኘ ፡ ታገኘኛለህ ፡ አለው ።

70 ብትከተለኝም ፡ ለአንተ ፡ ከርሱ ፡ ማውሳትን ፡ እስከምጀምርልህ ፡ ድረስ ፡ ከምንም ፡ ነገር ፡ አትጠይቀኝ ፡ አለው ።

71 ኼዱም ፤ በመርከቢቱም ፡ በተሳፈሩ ፡ ጊዜ ፡ ቀደዳት ፤ ባለ ፡ ቤቶች

1 ግማሽ ፡ ጉኑን ፡ ከበሉለት ፡ በኋላ ፡ ሕያው ፡ ኾኖ ፡ ባሕሩን ፡ ቀዶ ፡ መኼዱ ፡ አስደናቂ ፡ አካኔድ ፡ ነው ፡ ማለቱ ፡ ነው ።

1 ለዩሽዕ ፡ (ለእያሱ) ።

ዋን : ልታሰጥም : ቀደድካትን ? ትልቅ : ነገርን : በእርግጥ : ሠራህ : አለው ።

72 :—አንተ : ከኔ : ጋር : ትእግሥ ትን : ፈጽሞ : አትችልም : አላል ኩምን ? አለ ።

73 :—በረሳሁት : ነገር : አትያዘኝ : ከነገራም : ችግርን : አታሸክመኝ : አለው ።

74 (ወርደው) : ተጓዙም ፤ ወጣት ንም : ልጅ : ባገኙና : በገደለው : ጊዜ : ያለ : ነፍስ : (መግደል) : ንጹሕን : ነፍስ : ገደልክን ? በእር ግጥ : መጥፎን : ነገር : ሠራህ : አለው ።

★ ★ ★

75 :—አንተ : ከኔ : ጋር : ትእግሥ ትን : ፈጽሞ : አትችልም : አላል ኩህምን ? አለ ።

76 ከርሷ : (ከአሁኒቱ : ጊዜ) : በኋላ : ከምንም : ነገር : ብጠይቅህ : አት ገዳኝኝ ፤ ከኔ : የይቅርታን : መጨረሻ : በእርግጥ : ደርሰሃል : አለው ።

77 ሺዱም ፤ ወደ : እንዲት : ከተማ : ሰዎች : በመጡም : ጊዜ : ነዋሪዎ ችዋን : ምግብን : ጠየቁ ፤ ከማስተ ላይ ገዳቸውም : እምቢ : አሉ ፤ በር ሷም : ውስጥ : ለመውደቅ : የተ ቃረብን . ግድግዳ : አገኙ : (ኸድ ር) : አቆመውም ፤ (ሙሳም) : - በ ሻህ : ኖሮ : በርሱ : ላይ : ዋጋን : በተቀበልክ : ነበር : አለው ።

78 (ኸድር) : አለ : ይህ : በኔና : በአንተ : መካከል : መለያያ : ነው ፤ በርሱ : ላይ : መታገሥን : ያልቻልክበትን : ፍች : እነግርሃ ለሁ :

79 መርከቢቱማ : በባሕር : ለሚ ሠሩ : ምስኪኖች : ነበረች : ከኋ ላቸውም : መርከብን : ሁሉ : በቅሚያ : የሚይዝ : ንጉሥ : ነበረና : (እንዳይቀማቸው) : ላን ውራት : (1) ፈቀድኩ ፤

80 ወጣቱም : ልጅማ : ወላጆቹ : ምእምናን : ነበሩ ፤ (ቢያደግ) : ትእቢትንና : ከሕይወትም : የሚ ያስገድዳቸው : መኾኑን : ፈራን ፤

81 ጌታቸውም : በንጹሕነት : ከርሱ : በላጭን : በእዝነትም : ከርሱ : በጣም : ቀራቢን : ልጅ : ሊለው ጥላቸው : ፈለግን ።

82 ግድግዳውማ : በከተማይቱ : ው ስጥ : የነበሩ : የሁለት : የቲሞች : (2) ወጣቶች : ነበር ፤ በስሩም : ለነርሱ : የኾነ : (የተቀበረ) : ድልብ : ነበረ ፤ አባታቸውም : መልካም : ሰው : ነበር ፤ ጌታ ህም : ለአካለ : መጠን : እንዲደር ሱና : ከጌታህ : ችሮታ : ድልባቸ ውን : እንዲያወጡ : ፈቀደ ፤ በፈ ቃዴም : አልሠራሁትም ፤ ይህ : በርሱ : ላይ : መታገሥን : ያልቻ ልከው : ነገር : ፍች : ነው ፤ (አለው) ።

83 ከዙልቀርነይንም : (3) ይጠይቁ ሃል ፤ በናንተ : ላይ : ከርሱ : ወራን : አነባለሁ : በላቸው ።

84 እኛ : ለርሱ : በምድር : አስመቸ ነው ፤ ከነገሩም : ሁሉ : (መዳ ረሻ) : መንገድን : ሰጠነው ።

85 መንገድንም : (ወደ : ምዕራብ) : ተከተለ ።

1 ነውረኛ : ላደርጋት ።
2 ድኻ, ለደጉች ።
3 ከባለ : ሁለት : ቀንድ ።

86 ወደ : ፀሐይ : መግቢያም : በደ ረሰ : ጊዜ : ጥቁር : ጭቃ : ባላት : ምንጭ : ውስጥ : ስትጠ ልቅ : (1) አገኛት ፤ ባጠገቧም : ሕዝቦችን : አገኘ ፤ ዙልቀርነይን : ሆይ ! ወይም : (በመግደል) : ትቀ ጣለህ : ወይም : በነርሱ : መል ካም : ነገርን : (መማረክን) : ትሠ ራለህ : አልነው ።

87 የበደለውን : ሰውማ : ወደፊት : እንቀጣዋለን ፤ ከዚያም : ወደ : ጌታው : ይመለሳል ፤ ብርቱንም : ቅጣት : ይቀጣዋል : አለ ።

88 ያመነም : ሰውማ : መልካምንም : ሥራ : የሠራ : ለርሱ : ከምንዳ : በኩል : መልካሚቱ : (ገነት) : አ ለችው ፤ ለርሱም : ከትእዛዛችን : ገርን : ነገር : እናዘዋለን ፤ (አለ) ።

89 ከዚያም : መንገድን : (ወደ : ምሥራቅ) : ቀጠለ ።

90 ወደ : ፀሐይ : መውጫ : በደረ ሰም : ጊዜ : ለነሱ : ከበታችዋ : መከለያን : ባላደረግንላቸው : ሕ ዝቦች : ላይ : ስትወጣ : አገኛት ።

1 በዳይን : እስተያየት : በወሃው : ውስጥ : የምትጠልቅ : መሰለ ።
2 ንግ : ግንግ : የተባሉት : ሕዝቦች ።

አበላሺዎች : ናቸውና : በኛና : በነሱ : መካከል : ግድብን : ታደ ርግልን : ዘንድ : ግብርን : እናድ ርግልህን ? አሉ ።

95 አለ :— ጌታዬ : በርሱ : ያስመ ቼኝ : ሀብት : (ከናንተ : ግብር) : በላጭ : ነው ፤ ስለዚህ : በጉል በት : እገዙኝ ፤ በናንተና : በነሱ : መካከል : ብርቱን : ግድብ : አደር ጋለሁና ።

96 የብረትን : ታላላቅ : ቁራጮች : ስጡኝ : (አላቸው) ፤ በሁለቱ : ኮረብታዎች : (ጫፍ) : መካከ ልም : ባስተካከለ : ጊዜ : እናፋ : አላቸው ፤ (ብረቱን) : እሳትም : ባደረገው : ጊዜ : የቀለጠውን : ነሐስ : ስጡኝ ፤ በርሱ : ላይ : አፈ ስበታለሁና ፤ አላቸው ።

97 (የእጁኛና : መእጁኛ) : ሊወጡ ትም : አልቻሉም ፤ ለርሱ : መሸን ቆርንም : አልቻሉም ።

98 ይህ : (ግድብ) : ከጌታዬ : ችሮታ : ነው ፤ የጌታዬም : ቀጠሮ : በመጣ : ጊዜ : ትክክል : ምድር : ያደርገዋል ፤ የጌታዬም : ቀጠሮ : የተረጋገጠ : ነው ፤ አለ ።

99 በዚያም : ቀን : ከፊላቸውን : በከ ፊሉ : የሚቀላቀሉ : አድርገን : እንተዋቸዋለን ፤ በቀንዱም : ይነ ፋል : መሰብሰብንም : እንሰበሰባ ችዋለን ።

100 ገህነምንም : በዚያ : ቀን : ለከሐዲ ዎች : በጣም : ማቅረብን : እናቀር ባታለን ።

101 ለነዚያ : ዓይኖቻቸው : ከግሣ ጾዬ : በሺፋን : ውስጥ : ለነበሩ ትና : መስማትንም : የማይችሉ : ለነበሩት : (እናቀርባታለን) ።

102 እነዚያ : የካዱት : ባሮቹን : ከኔ : ሌላ : አማልክት : አድርገው : መያዛቸውን : (የማያስቆጣኝ : አድርገው) : አሰቡን ? እኛ : ገሀነ ምን : ለከተዲዎች : መስተንግዶ : አዘጋጅተናል ።

103 :— በሥራዎች : በጣም : ከሳሪዎ ችን : እንንገራችሁን ? በላቸው ።

104 እነዚያ : እነሱ : ሥራን : የሚያሳ ምሩ : የሚመስላቸው : ሲኾኑ : በቅርቡ : ሕይወት : ሥራቸው : የጠፋባቸው : ናቸው ።

105 እነዚያ : እነርሱ : በጌታቸው : ማስረጃዎችና : በመገናኘቱ : የካ ዱት : ናቸው ፤ ሥራዎቻቸውም : ተበላሹ ፤ ለነሱም : በትንሣኤ : ቀን : (ጠቃሚ) : ሚዛንን : አናቆ ምላቸውም ።

106 (ነገሩ) : ይህ : ነው ፤ በክሕደታ ቸው : አንቀጾቹንና : መልክተኞ ችንም : መሳለቂያ : አድርገው : በመያዛቸው : ፍዳቸው : ገሀነም : ነው ።


107 እነዚያ : ያመኑና : መልካም : ሥራዎችን : የሠሩ : የፈርደውስ : ገነቶች : (1) ለነሱ : መስፈሪያ : ናቸው ።

108 በርሷ : ውስጥ : ዘውታሪዎች : ከርሷ : መዛወርን : የማይፈልጉ : ሲኾኑ ፤ (መስፈሪያቸው : ነው) ።

109 ባሕሩ : ለጌታዬ : ቃላት : (መጻ ፊያ) : ቀለሞችን : በኾነ : ኖሮ : ብጤውን : ጭማሪ : ብናመጣም : እንኳ : የጌታዬ : ቃላት : ከማለቋ : በፊት : ባሕሩ : ባለቀ : ነበር ፤ በላቸው ።

110 :— እኔ : አምላካችሁ : አንድ : አምላክ : ብቻ : ነው : ማለት : ወደኔ : የሚወረድልኝ : ቢጤያ ችሁ : ሰው : ብቻ : ነኝ ፤ የጌታው ንም : መገናኘት : የሚፈልግ : ሰው ፤ መልካም : ሥራን : ይሥራ፤ በጌታውም : መገዛት : አንድንም : አያጋራ : በላቸው ።

1 የወይን : እትክልት : የጥላባቸው : ምርጥ : ገነቶች : ናቸው ።



19ኛ : ሱረቱ : መርየም : (የማርያም : ምዕራፍ) ። በመካ : የወረደች : ናት ፤ አያትዋ : (አንቀጾችዋ) : 98 : ናቸው ።

በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም : ርኅሩህ : በጣም : አዛኝ : በሆ ነው ።

1 ከ.ሀ.የ.ዐ.ጸ : (ካፍ : ሃ : ያ : ዓይን : ሷድ) : (1)

2 (ይህ) : ጌታህ : ባሪያውን : ዘከሪ ያን : (2) በችሮታው : ያወሳበት : ነው ።

3 ጌታውን : የምስጢርን : ጥሪ : በተጣራ : ጊዜ : (አስታውስ) ።

4 አለ :— ጌታዬ : ሆይ ! እኔ : አጥ ንቴ : ደከመ ፤ ራሴም : በሺበት : ተንቀለቀለ ፤ አንተንም : በመለ መኔ : ጌታዬ : ሆይ ! (ምንጊዜም) : ዕድለ : ቢስ : አልኾንኩም ።

5 እኔም : ከበኋላዬ : ዘመዶቼን : (3) በእርግጥ : ፈራሁ ፤ ሚስቴም : መካን : ነበረች : ስለዚህ : ከአ ንተ : ዘንድ : ለኔ : ልጅን : ስጠኝ ፤

6 የሚወርሰኝ : ከያዕቆብ : ቤተ : ሰቦችም : የሚወርስ : የኾነን : (ልጅ) ፤ ጌታዬ : ሆይ ! ተወዳ ጅም : አድርገው ።

7 :— ዘከሪያ : ሆይ ! እኛ : በወንድ : ልጅ : ስሙ : የሕያ : (4) በኾነ : ከዚህ : በፊት : ሞክሼን : ባላደረ ግንለት : እናበስርሃለን ፤ (አለው) ።

1 ለባሮቹ : በቂ : መሪ : እጅ : ከሁሉ : በላይ : የሆነ : ዐዋቂ ፤ እውነተኛ : ነኝ ።

2 ዘከሪያስን ።

3 ሃይማኖትህን : ይበድላሉ : ብዬ ።

4 የሐንስ ።

8 :— ጌታዬ : ሆይ ! ሚስቴ : መ ካን : የነበረች : ስትኾን : እኔም : ከእርጅና : ድርቀትን : በእርግጥ : የደረሰኩ : ስኾን : እንዴት : ልጅ : ይኖረኛል ! አለ ።

9 (ጅብሪል) : አለ :— (ነገሩ) : እን ደዚሁ : ነው ፤ ጌታህ :— ከአ ሁን : በፊት : ምንም : ያልነበር ከውን : የፈጠርኩህ : ስኾን : እርሱ : በኔ : ላይ : ቀላል : ነው ፤ አለ ።

10 :— ጌታዬ : ሆይ ! (እንግዲያስ) : ለኔ : ምልክትን : አድርግልኝ : አለ ፤ ምልክትህ : ጤናማ : ሆነህ : ሳለህ : ሦስት : ሌሊትን : (ከነቀ ናቸው) : ሰዎችን : ለማነጋገር : አለመቻልህ : ነው ፤ አለው ።

11 ከምክራቡም : በሕዝቦቹ : ላይ : ወጣ ፤ በጧትና : በማታ : (ጌታች ሁን) : አወድሱ : በማለትም : ወደ ነሱ : ጠቀስ ።

12 :— የሕያ : ሆይ ! መጽሐፉን : በጥብቅ : ያዝ ! (አልነው) ፤ ጥበብ ንም : በሕጻንነቱ : ሰጠነው ።

13 ከኛም : የኾነን : ርኅራኄ : ንጽሕ ናንም : (ሰጠነው) ፤ ጥንቁቅም : ነበር ።

14 ለወላጆቹም : በጎ : ሠሪ : ነበር ፤ ትዕቢተኛ : አመጠኛም : አልነበ ረም ።

15 በተወለደበት : ቀንና : በሚሞትበ ትም : ቀን : ሕያው : ኾኖ : በሚነ

ሳበትም : ቀን : ሰላም : በሱ : ላይ : ይኹን ።

16 በመጽሐፉ : ውስጥ : መርየም ንም : ከቤተ : ሰቧ : ወደ : ምሥራቃዊ : ስፍራ : በተለየች : ጊዜ : (የኾነውን : ታሪኳን) : አውሳ ።

17 ከነሱም : መጋረጃን : አደረገች : መንፈሳችንንም : (ጂብሪልን) : ወደርሷ : ላክን ፤ ለርሷም : ትክክለኛ : ሰው : ሆኖ : ተመሰለላት ።

18 :—እኔ : ከአንተ : በአልረሕማን : እጠበቃለሁ ፤ ጌታህን : ፈሪ : እንደ : ኾንክ : (አትቅረቡኝ) : አለች ።

19 :—እኔ : ንጹሕን : ልጅ : ለአንቺ : ልሰጥሽ : የጌታሽ : መልክተኛ : ነኝ : አላት ።

20 (በጋብቻ) : ሰው : ያልነካኝ : ኾኜ : አመንዝራም : ሳልኾን : ለኔ : እንዴት : ልጅ : ይኖረኛል ! አለች ።

21 አላት :— (ነገሩ) : እንደዚህሽ : ነው ፤ ጌታሽ :—እርሱ : በእኔ : ላይ : ገር : ነው ፤ ለሰዎችም : ታምር : ከኛም : ችሮታ : ልናደርገው : (ይህንን : ሠራን) : የተፈረደም : ነገር : ነው : አለ ፤ (ነፋባትም) ።

22 ወዲያውኑም : አረገዘችው ፤ በርሱም : (በሆድዋ : ይዛው) : ወደ : ፍቅር : ስፍራ : ገለል : አለች ።

23 ምጡም : ወደ : ዘንባባይቱ : ግንድ : አስጠጋት : ዋ : ምኞቱ ! ምነው : ከዚህ : በፊት : በሞትኩ ፤ ተረስቼም : የቀረሁ : በኾንኩ ፤ አለች ።

24 ከበታቿም : እንዲህ : ሲል : ጠራት :— አትዘኝ ፤ ጌታሽ : ከበታ

ችሽ : ትንሽን : ወንዝ : በእርግጥ : አድርጓል ።

25 የዘምባባይቱንም : ግንድ : ወዳንቺ : ወዝውኒት ፤ ባንቺ : ላይ : የበሰለን : የተምር : እሸት : ታረግፍልሻለችና ።

26 ብይም : ጠጭም ፤ ተደሰችም ፤ ከሰዎችም : አንድን : ብታይ :— እኔ : ለአልረሕማን : ዝምታን : ተሰያለሁ ፤ ዛሬም : ሰውን : በፍጹም : አላነጋግርም : በይ ።

27 በርሱም : የተሸከመቼው : ኾና : ወደ : ዘመዶችዋ : መጣች ፤— መርየም : ሆይ : ከባድን : ነገር : በእርግጥ : ሠራሽ : አሏት ።

28 የሃሩን : (1) እኅት : ሆይ ! አባትሽ : መጥፎ : ሰው : አልነበረም ፤ እናትሽም : አመንዝራ : አልነበረችም : አሉዋት ።

29 ወደርሱም : ጠቀሰች ፤ በአንቀልባ : ያለን : ሕፃን : እንዴት : እናናግራለን ! አሉ ።

30 (ሕፃኑም) : አለ :— እኔ : የአላህ : ባሪያ : ነኝ ፤ መጽሐፍን : ሰጥቶኛል : ነቢይም : አድርጎኛል ።

31 በየትም : ስፍራ : ብኾን : ብሩክ : አድርጎኛል ፤ በሕይወትም : እስከ : አለሁ : ሰላትን : በመስገድ : ዘካንም : በመስጠት : አዞኛል ።

32 ለእናቴም : ታዛዥ : (አድርጎኛል) ፤ ትዕቢተኛ : እምቢተኛም : አላደረገኝም ።

33 ሰላምም : በኔ : ላይ : ነው : በተወለድሁ : ቀን : በምሞትብጅም : ቀን : ሕያው : ኾኘ : በምቀሰቀስበትም : ቀን ፤

1 የአባትዋ : ልጅ : ነው : የሙሳ : ወንድም : ሃሩን : አይደለም ።

34 ይህ : የመርየም : ልጅ : ዲሳ : ነው ፤ ያ : በርሱ : የሚጠራጠሩ በት : እውነተኛ : ቃል : ነው ።

35 ለአላህ : ልጅን : መያዝ : አይገባውም ፤ (ከጉድለት : ሁሉ) : ጠራ ፤ ነገርን : በሻ : ጊዜ : ለርሱ : የሚለው : ኹን : ነው : ወዲያውም : ይኾናል ።

36 (ዲሳ : አለ) :—አላህም : ጌታዬ : ጌታችሁም : ነውና : ተገዙት ፤ ይህ : ቀጥተኛ : መንገድ : ነው ።

37 ከመካከላቸውም : አሕዛቦቹ : በርሱ : ነገር : ተለያዩ ፤ ለነዚያም : ለካዱት : ሰዎች : ከታላቁ : ቀን : መጋፈጥ : ወየላቸው ።

38 በሚመጡን : ቀን : ምን : ሰሚ : ምንስ : ተመልካች : አደረጋቸው ! ግን : አመጠኞች : ዛሬ : (በዚህ : ዓለም) : በግልጽ : ስሕተት : ውስጥ : ናቸው ።

39 እነሱም : (አሁን) : በዝንጋቱ : ላይ : ኾነው : ሳሉ : እነሱም : የማያምኑ : ሲኾኑ : ነገሩ : በሚፈረድበት : ጊዜ : የቁልጭቱን : ቀን : አስፈራራቸው ።

40 እኛ : ምድርን : በርሷም : ላይ : ያለውን : ሁሉ : እኛ : እንወርሳለን ፤ ወደኛም : ይመለሳሉ ።

41 በመጽሐፉ : ውስጥ : ኢብራሂም ንም : አውሳ ፤ እርሱ : በጣም : እውነተኛ : ነቢይ : ነበርና ።

42 ላባቱ : ባለ : ጊዜ : (አስታውስ) :—አባቱ : ሆይ ! የማይሰማኝና : የማያደን : ከአንተም : ምንንም : የማይጠቅምህን : (ጣዖት) : ለምን : ትግዛለህ ?

43 አባቱ : ሆይ ! እኔ : ከዕውቀት : ያልመጣልህ : ነገር : በእርግጥ : መጥ

ቶልኛልና : ተከተለኝ ፤ ቀጥተኛውን : መንገድ : እመራሃለሁና ።

44 አባቱ : ሆይ ! ሰይጣንን : አትግዛ ፤ ሰይጣን : ለአልረሕማን : አመጠኛ : ነውና ።

45 አባቱ : ሆይ ! እኔ : ከአልረሕማን : ቅጣት : ሊያገኝህ : ለሰይጣንም : ጓደኛ : ልትኾን : እፈራለሁ ።

46 (አባቱም) :— ኢብራሂም : ሆይ ! አንተ : ከአምላኮቹ : ትተህ : የምትዞር : ነህን ? ባትከለክል : በእርግጥ : እወግርሃለሁ ፤ ረገርም : ጊዜንም : ተዎኝ : አለ ።

47 :—ደህና : ኹን ፤ ወደፊት : ከጌታዩ : ምሕረትን : እለምንልሃለሁ ፤ እርሱ : ለኔ : በጣም : ርኅሩህ : ነውና : አለ ፤

48 እናንተንም : ከአላህ : ሌላ : የምትግዛትንም : እርቃለሁ ፤ ጌታዩንም : እግዛለሁ ፤ ጌታዩን : በመገዛት : የማፍር : አለመኾኔን : እከጅላለሁ ።

49 እነሱንም : ከአላህ : ሌላ : የሚግዛትንም : በራቀ : ጊዜ : ለርሱ : ኢስሐቅንና : ያዕቆብን : ሰጠነው ፤ ሁሉንም : ነቢይ : አደረግንም ።

50 ለነሱም : ከችሮታችን : ሰጠናቸው ፤ ለነሱም : ከፍ : ያለ : ምስጉን : ዝናን : አደረግንላቸው ።

51 በመጽሐፉ : ውስጥ : ሙሳንም : አውሳ ፤ እርሱ : ምርጥ : ነበርና ፤ መልክተኛ : ነቢይም : ነበር ።

52 ከጡር : ቀኝ : ጎን : በኩልም : ጠራነው ፤ ያነጋገርነውም : ሲኾን አቀረብነው ።

53 ከችሮታችንም : ወንድሙን : ሃሩንን : ነቢይ : አድርገን : ሰጠነው ።

- 54 በመጽሐፉ : ኢስማዲልንም : አውሳ ፤ እርሱ : ቀጠሮን : አክባሪ : ነበረና ፤ መልክተኛ : ነቢይም : ነበር ።
- 55 ቤተሰቦቹንም : በሶላትና : በዘካ : ያዝ : ነበር ፤ እንታውም : ዘንድ : ተወዳጅ : ነበር ።
- 56 በመጽሐፉ : ኢድሪስንም : (ሄኖክን) : አውሳ ፤ እርሱ : እውነተኛ : ነቢይ : ነበርና ።
- 57 ወደ : ከፍተኛም : ስፍራ : አነሳ ነው ።
- 58 እነዚህ : (ዐሥሩ) : እነዚያ : አላህ : በነሱ : ላይ : የለገሰላቸው : ከነቢያት : ከአዳም : ዘር : ከኑሕ : ጋር : (በመርከቢቱ ላይ) : ከጫናቸውም : (ዘሮች) : ከአብራሂምና : ከእስራኤልም : ዘሮች : ከመራናቸውና : ከመረጥናቸውም የኾኑት : የአልረሕማን : አንቀጾች : በነሱ : ላይ : በተነበቡ : ጊዜ : ሰጋጆችና : አልቃሾች : ኾነው : ይወድቃሉ ።
- 59 ከነሱም : በኋላ : ሶላትን : ያንድሉ : (የተው) : ፍላጎቶችንም : የተከተሉ : መጥፎ : ምትኮች : ተተኩ! የገሀነምንም : ሸለቆ : በእርግጥ : ያገኛሉ ።
- 60 ግን : የተጸጸተና : ያመነም : በጎንም : ሥራ : የሠራ : ሰው : እነዚህ : ገነትን : ይገባሉ ፤ አንዳችንም : አይበደሉም ።
- 61 የመኖሪያን : ገነቶች : ያችን : አልረሕማን : ለባሮቹ : በሩቅ : ኾነው : ሳሉ : ተስፋ : ቃል : የገባላቸውን : (ይገባሉ) ፤ እርሱ : ተስፋው : ተፈጻሚ : ነውና ፤
- 62 በርሷ : ሰላምን : እንጂ : ውድቅን : ነገር : አይሰሙም : ለነሱም :

- በርሷ : ውስጥ : ጧትም : ማታም : ሲሳያቸው : አላቸው ።
- 63 ይህች : ያቺ : ከባሮቻችን : ጥንቆቶች : ለኾኑት : የምናወርሳት : ገነት : ናት ።
- 64 (ጂብሪል ፤ አለ) : በጌታህም : ትእዛዝ : እንጅ : አንወርድም ፤ በፊታችን : ያለው : በኋላችንም : ያለው : በዚህም : መካከል : ያለው : ሁሉ : የርሱ : ነው ፤ ጌታህም : ረሺ : አይደለም ።
- 65 (እርሱ) : የሰማያትና : የምድር : በሁለቱም : መካከል : ላለው : ሁሉ : ጌታ : ነውና : ተገዛው ፤ እርሱን : በመግዛትም : ላይ : ታገሥ ፤ ለርሱ : ሞክሼን : ታውቃለህን ?
- 66 ሰውም : በሞትኩ : ጊዜ : ወደፊት : ሕያውኾኜ : (ከመቃብር) : እወጥጣለሁን ? ይላል ።
- 67 ሰው : ከአሁን : በፊት : ምንም : ነገር : ያልነበረ : ሲኾን : እኛ : የፈጠርነው : መኾኑን : አያስታውስምን ?
- 68 በጌታህ : እንምላለን ፤ ሰይጣናት : ጋር : በእርግጥ : እንሰበስባቸዋለን ፤ ከዚያም : በገሀነም : ዙሪያ : የተንበረከኩ : ኾነው ፤ በእርግጥ : እናቀርባቸዋለን ።
- 69 ከዚያም : ከየጭፍሮቹ : ሁሉ : ከነርሱ : ያንን (እርሱ) : በአልረሕማን : ላይ : በድፍረት : በጣም : ብርቱ : የኾነውን : እናወጣለን ።
- 70 ከዚያም : እኛ : እነዚያን : እነሱ : በርሷ : ለመግባት : ተገቢ : የኾኑትን : እናውቃለን ።
- 71 ከእናንተም : ወደ : እርሷ : ወራጅ እንጂ : አንድም : የለም ፤ (መውረዱም) : ጌታህ : የፈረደው : ግዴታ ነው ።

- 72 ከዚያም : እነዚያን : የተጠነቀቁትን : እናድናለን ፤ አመጠኞቹንም : የተንበረከኩ : ኾነው : በውስጡ : እንተቀባቸዋለን ።
- 73 በነሱም : ላይ : አንቀጾቻችን : ግልጽ : ማስረጃዎች : ኾነው : በተነበቡ : ጊዜ : እነዚያ : የካዱት : ለእነዚያ : ላመኑት : -ከሁለቱ : ክፍሎች : መኖሪያው : የሚበልጠውና : ሸንጎውም : ይበልጥ : የሚያምረው : ማንኛው : ነው : ይላሉ ።
- 74 ከነሱም : በፊት : ከክፍለ : ዘመናት : ሕዝቦች : እነሱ : በቁሳቁሰና : በትርኢትም : በጣም : የማሩትን : ብዙዎችን : አጥፍተናል ።
- 75 —በስሕተት : ውስጥ : የኾነ : ሰው : አልረሕማን : ለርሱ : ማዘግየትን : ያዘገየዋል : (1) የሚዛትባቸውንም : ወይም : ቅጣቱን : ወይም : ሰዓቲቱን : ባዩ : ጊዜ : እርሱ : ስፍራው : መጥፎና : ሰራዊቱ : ደካማ : የኾነው : ሰው : ማን : እንደኾነ : በእርግጥ : ያውቃሉ ፤ በላቸው ።
- 76 እነዚያንም : የቀኑትን : ሰዎች : አላህ : ቅንነትን : ይጨምርላቸዋል ፤ መልካሞቹ : ቀሪዎች : (ሥራዎች) : እጌታህ : ዘንድ : በምንዳ : በላጭ : ናቸው ፤ በመመለሻም : የተሻሉ : ናቸው ።
- 77 ያንንም : በአንቀጾቻችን : የካደውን : (በትንሣኤ : ቀን) : ገንዘብም : ልጅም : በእርግጥ : እስሰጣለሁ : ያለውንም : አየህን ?
- 78 ሩቁን : ምስጢር : ዐወቀን ?

- ወይስ : አልረሕማን : ዘንድ : ቃል : ኪዳንን : ያዘ ?
- 79 ይከልከል : (አይሰጠውም) : የሚለውን : ሁሉ : በእርግጥ : እንጽፋለን ፤ ለርሱም : ከቅጣት : ጨማሪን : እንጨምርለታለን ።
- 80 (አልላኝ) : የሚለውንም : ሁሉ : እንወርሰዋለን ፤ ብቻውንም : ኾኖ ይመጣናል ።
- 81 ከአላህም : ሌላ : አማልክትን : ለነሱ : መከበሪያ : (አማላጅ) : እንዲኾኑዋቸው : ያዙ ፤
- 82 ይከልከል ፤ መገዛታቸውን : በእርግጥ : ይክዷቸዋል ፤ በነሱም : ላይ : ተቃራኒ : ይኾኑባቸዋል ።
- 83 እኛ : ሰይጣናትን : በከሐዲዎች : ላይ : (በመጥፎ : ሥራ) : ማወባራትን : የሚያወባሩዋቸው : ሲኾኑ : የላክን : መኾናችንን : አላየህምን ?
- 84 በነሱም : (መቀጣት) : ላይ : አትቻኮል ፤ ለነሱ : (ቀንን) : መቁጠርን : እንቆጥርላቸዋለንና ።
- 85 ምእምናንን : የተከበሩ : ጭፍሮች : ኾነው : ወደ : አልረሕማን : የምንሰበስብበትን : ቀን : (አስታውስ) ።
- 86 ከሐዲዎችንም : የተጠሙ : ኾነው : ወደ : ገሀነም : የምንንዳበትን : (ቀን : አስታውስ) ።
- 87 አልረሕማን : ዘንድ : ቃል : ኪዳንን : የያዘ : ሰው : ቢኾን : እንጂ : ማማለድን : አይችሉም ።
- 88 —አልረሕማንም : ልጄን : ያዘ : (ወለደ) : አሉ ፤
- 89 ከባድ : መጥፎን : ነገር : በእርግጥ : አመጣችሁ ፤

1 እዘናገቱ : ለመያዝ : ጊዜ : ይሰጠዋል ፣ ሀብቱንም : ያፋላለታል ።

90 ከርሱ : (ከንግግራቸው) : ሰማ ያት : ሊቀደዱ : ምድርም : ልትሰ ነጠቅ : ጋራዎችም : ተንደው : ሊወድቁ : ይቃረባሉ :

91 ለአልረሕማን : ልጅ : አለው : ስለ : አሉ ።

92 ለአልረሕማን : ልጅን : መያዝ : አይገባውም ።

93 በሰማያትና : በምድር : ያለው : ሁሉ : (በትንሣኤ : ቀን) : ለ አልረሕማን : ባሪያ : ኾነው : የሚመጡ : እንጂ : ሌላ : አይደሉም ።

94 በእርግጥ : (በዕውቀቱ) : ከቧዳ ዋል ፤ መቀጠርንም : ቆጥሯቸዋል ።


95 ሁሉም ፤ በትንሣኤ : ቀን : ለየ ብቻ : ኾነው : ወደርሱ : መጪዎች : ናቸው ።

96 እነዚያ : ያመኑና : በጎ : ሥራዎችን : የሠሩ : አልረሕማን : ለነሱ : ውደዳታን : ይሰጣቸዋል ።

97 በምላሴም : (ቁርአንን) : ያገራ ነው : በርሱ : ጥንቁቆቹን : ልታ በሰርበት : በርሱም : ተከራካሪዎችን : ሕዝቦች : ልታስፈራራበት : ነው ።

98 ከነሱም : በፊት : ከክፍለ : ዘመናት : ሕዝቦች : ብዙዎችን : አጥፍተናል ፤ ከነሱ : አንድን : እንኳ : ታያለህን ? ወይስ : ለነሱ : ሹክሹክታን : ትሰማለህን ?

ምዕራፍ : 20 : ጣሃ ። ክፍል : 16 ።



በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም : ርኅሩህ : በጣም : አዛኝ : በሆነው።

1 ጠ. ሀ. (ጣ : ሃ) : (1)

2 ቁርአንን : ባንተ : ላይ : እንድትቸገር : አላወረድንም ።

3 ግን : አላህን : ለሚፈራ : ሰው : መገሠጫ : ይኾን : ዘንድ : (አወረድነው) ።

4 ምድርንና : የላይኛዎቹን : ሰማያት : ከፊጠረ : አምላክ : ተወረደ ።

1 አንተ : ሰው : ወይም : ምድርን : እርግጥ።

5 (እርሱ) : አልረሕማን : ነው : በዐርሹ : ላይ : (ሥልጣኑ) : ተደላደለ ።

6 በሰማያት : ያለው : በምድርም : ያለው : በመካከላቸውም : ያለው : ከዐፈር : በታችም : ያለው : ሁሉ : የርሱ : ብቻ : ነው ።

7 በንግግር : ብትጮህ : (አላህ : ከጨኸቱ : የተብቃቃ : ነው) ፤ እርሱ : ምስጢርን : በጣም : የተደበቀንም : ያውቃልና ።

8 አላህ : ከርሱ : ሌላ : አምላክ :

የለም ፤ ለርሱ : መልካሞች : የኾኑ : ስሞች : አሉት ።

9 የሙሳም : ወሬ : በእርግጥ : መጥቶሃል ፤

10 እሳትን : ባየና : ለቤተሰቦቹ :— (እዚህ) : ቆዩ ፤ እኔ : እሳትን : አየሁ ፤ ከርሷ : ችቦን : ላመጣላችሁ ፤ ወይም : እሳቲቱ : ዘንድ : መሪን : ላገኝ : እከጅላለሁ : ባለ : ጊዜ : (አስታውስ) ።

11 በመጣትም : ጊዜ : ሙሳ : ሆይ : በማለት : ተጠራ ፤

12 እኔ : ጌታህ : እኔ : ነኝ : መጫሚያዎችህንም : አውልቅ ፤ አንተ : በተቀደሰው : ሸለቆ : በጡዋ : ነህና ፤

13 እኔም : መረጥኩህ ፤ የሚወረድልህንም : ነገር : አዳምጥ ፤

14 እኔ : አላህ : እኔ : ነኝ : ያለ : እኔ : አምላክ : የለምና : ተገዛኝ ፤ ሰላትንም : (በርሷ) : እኔን : ለማውሳት : ስገድ ።

15 ሰዓቲቱ : (1) በእርግጥ : መጪ : ናት ፤ ልደብቃት : እቃረባለሁ ፤ ነፍስ : ሁሉ : በምትሠራው : ነገር : ትመነዳ : ዘንድ : (መጭ : ናት) ።

16 በርሷ : የማያምነውና : ዝንባሌውን : የተከተለውም : ሰው : ከርሷ : (2) አያግድህ : ትጠፋለህና ።

17 ሙሳ : ሆይ ! ይህችም : በቀኝ : እጅህ : ያለችው : ምንድን : ናት ? (ተባለ) ።

18 —እርሷ : በትሬ : ናት ፤ በርሷ : ላይ : እደገፍባታለሁ ፤ በርሷም : ለፍየሎቹ : ቅጠልን : አረግፍባታ

ለሁ ፤ ለኔም : በርሷ : ሌሎች : ጉዳዮች : አሉኝ : አለ ።

19 (አላህም) : ሙሳ : ሆይ ! ጣላት : አለው ።

20 ጣላትም ፤ ወዲያውም : እርሷ : የምትሮጥ : እባብ : ኾነች ።

21 —ያዛት ፤ አትፍራም ፤ ወደ : መጀመሪያ : ጠባይዋ : እንመልሳታለን : አለው ።

22 እጅህንም : ወደ : ብብትህ : አግባ : ሌላ : ታምር : ስትኾን : ያለ : ነውር : ነጭ : ኾና : ትወጣለችና ።

23 ከታምራቶቻችን : ታላቋን : እናሳይህ : ዘንድ : (ይህን : ሠራን) ።

24 ወደ : ፈርዖን : ኺድ ፤ እርሱ : ወሰን : አልፏልና ።

25 (ሙሳም) : አለ :— ጌታዬ : ሆይ ! ልቤን : አስፋልኝ ።

26 ነገሪንም : ለኔ : አግራልኝ ።

27 ከምላሴም : መከላተፍን : ፍታልኝ ።

28 ንግግሪን : ያውቃሉና ።

29 ከቤተሰቦቼም : ለኔ : ረዳትን : አድርገልኝ ፤

30 ሃሩንን : ወንድሜን ።

31 ጎይሌን : በርሱ : አበርታልኝ ።

32 በነገሪም : አጋራው ።

33 በብዙ : እናጠራህ : ዘንድ ።

34 በብዙም : እንድናወሳህ ።

35 አንተ : በኛ : ነገር : ዐዋቂ : ነህና ።

36 (አላህም) : አለ :— ሙሳ : ሆይ ! ልመናህን : በእርግጥ : ተሰጠህ ።

37 በሌላም : ጊዜ : ባንተ : ላይ : በእርግጥ : ለግሰናል ፤

38 ወደናትህ : በልብ : የሚፈለገን : ነገር : ባላወቅን : ጊዜ ፤

1 ዕለተ : ትንሣኤ ።
2 በርሷ : ከማመን ።

39 (ሕፃኑን) : በሳጥኑ : ውስጥ : ጣይው ፤ እርሱንም : (ሳጥኑን) : በባሕር : ላይ : ጣይው ፤ ባሕሩም : በዳርቻው : ይጣለው ፤ ለኔ : ጠላት : ለርሱም : ጠላት : የኾነ : ሰው : ይይዘዋልና : በማለት : (ባሳወቅን : ጊዜ : ለገሰን ልሀ) ፤ ባንተ : ላይም : ከኔ : የኾነን : መወደድ : ጣልኩብሀ ፤ (ልትወደድና) : በኔም : ጥበቃ : ታድግ : ዘንድ ፤

40 እንትህም : በምትኼድና : የሚያሳድገውን : ሰው : ላመላክታችሁን ? በምትል : ጊዜ : (መወደድን : ጣልኩብሀ) ፤ ወደ : እናትህም : ዓይንዎ : እንዲረጋ : (እርሷ) : እንዳታዝንም : መለስንህ ፤ ነፍስንም : ገደልክ ፤ ከጭንቅም : አዳንንህ ፤ ፈተናዎችንም : ፈተንህ ፤ በመድየን : ቤተሰቦችም : ውስጥ : (ብዙ) : ዓመታትን : ተቀመጥክ ፤ ከዚያም : ሙሳ : ሆይ ! በተወሰነ : ጊዜ : ላይ : መጣህ ።

41 ለነፍሴም : (በመልክቱ) : መረጥኩህ ።

42 አንተም : ወንድምህም : በታምራቶቹ : ኺዱ ፤ እኔንም : ከግደሳት : አትበዝኩ ።

43 ወደ : ፈርዖን : ኺዱ ፤ እርሱ : ወሰን : አልፏልና ።

44 እርሱም : ይገሠጥ : ወይም : ይፈራ : ዘንድ ፤ ለርሱ : ልዝብን : ቃል : ተናገሩት ።

45 — ጌታችን : ሆይ ! እኛ : በኛ : ላይ : ክፋት : በመሥራት : መቻኮሉን : ወይም : ኩራትን : መጨመሩን : እንፈራለን : አሉ ።

46 (አላህም) : አለ : — አትፍሩ ፤ እኔ : በእርግጥ : ከናንተ : ጋር :

ንኝና ፤ እሰማለሁ ፤ አያለሁም ።

47 ወደርሱም : ኺዱ ፤ በሉትም : — እኛ : የጌታህ : መልክተኞች : ነን ፤ የእስራኤልንም : ልጆች : ከኛ : ጋር : ልቀቅ ፤ አታሰቃያቸውም ፤ ከጌታህ : በኾነው : ታምር : በእርግጥ : መጥተንሃልና ፤ ሰላምም : ቀጥታን : በተከተለ : ሰው : ላይ : ይኹን ።

48 እኛ : ቅጣቱ : ባስተባበልና : እምቢ : ባለ : ሰው : ላይ : ነው : ማለት : በእርግጥ : ተወረደልን ።

49 (ፈርዖንም) : — ሙሳ : ሆይ : ጌታችሁ : ማንው ? አለ ።

50 ጌታችን : ያ : ለፍጥረቱ : ነገርን : ሁሉ : (የሚያስፈልገውን) : የሰጠ : ከዚያም : የመራው : ነው : አለው ።

51 (ፈርዖንም) : የመጀመሪያይቱ : ዘመናት : ሕዝቦች : ኹኔታ : ምንድን : ነው ? አለ ።

52 (ሙሳም) : ዕውቀትዎ : እጌታዬ : ዘንድ : በመጽሐፍ : የተመዘገበ : ነው ፤ ጌታዬ : አይሳሳትም : አይረሳምም : አለው ።

53 (እርሱ) : ያ : ምድርን : ለናንተ : ምንጣፍ : ያደረገላችሁ : በርሷም : ውስጥ : ለናንተ : መንገድን : ያገራላችሁ : ውሃንም : ከሰማይ : ያወረደ : ነው : (አለ) ። በርሱም : ከተለያየ : በቃይ : ዓይነቶችን : አወጣንላችሁ ፤

54 ብሉ : እንሰሳዎቻችሁንም : አግጡ ፤ (ባዮች : ኾነን : አወጣንላችሁ) ፤ በዚህ : ውስጥ : ለአእምሮ : ባለቤቶች : በእርግጥ : ታምራት : አለበት ።

55 ከርሷ : (ከምድር) : ፈጠርናችሁ ፤ በርሷም : ውስጥ : እንመልሳችኋ

ለን ፤ ከርሷም : በሌላ : ጊዜ : እና ወጣችኋለን ።

56 ታምራቶቻችንንም : ሁሏንም : (ለፈርዖን) : በእርግጥ : አሳየነው ፤ አስተባበለም ፤ እምቢም : አለ ።

57 ከምድራችን : በደግሞትህ : ልታወጣን : መጣህብን ? ሙሳ : ሆይ ! አለ ።

58 መሰሉንም : ደግሞት : እናመጣብሃለን ፤ በኛና : ባንተም : መካከል : እኛም : አንተም : የማንጥሰው : የኾነ : ቀጠሮን : በመካከለኛ : ስፍራ : አድርግልን : አለ ።

59 ቀጠራችሁ : በማጫወት : ቀን : ሰዎቹም : በረፋድ : በሚሰበሰቡበት : ነው : አለ ።

60 ፈርዖንም : ዞረ ፤ ተንኮሉንም : ሰበሰበ ፤ ከዚያም : መጣ ።

61 ሙሳ : ለነሱ : አላቸው : — ወዮላችሁ : በአላህ : ላይ : ውሸትን : አትቅጠፉ ፤ በቅጣት : ያጠፋችኋልና ፤ የቀጠፈም : ሰው : በእርግጥ : አፈረ ።

62 (ደግሞተኞቹ) : በመካከላቸውም : ነገራቸውን : ተጨቃጨቁ ፤ ውይይትንም : ደበቁ ።

63 እነዚህ : በእርግጥ : ደጋሚዎች : ናቸው ፤ ከምድራችሁ : በደግሞታቸው : ሊያወጧችሁ : በላጪቱንም : መንገዳችሁን : ሊያስወግዱላችሁ : ይሻሉ : አሉ ።

64 ተንኮላችሁንም : አጠንክሩ ፤ ከዚያም : ተሰልፋችሁ : ኑ ፤ ዛሬ : ያሸነፈም : ሰው : ምኞቱን : አገኘ : (ተባባሉ) ።

65 ሙሳ : ሆይ ! ወይ : ትጥላለህ : ወይም : በመጀመሪያ : የምንጥል : እንኾናለን : (ምረጥ) : አሉ ።

66 አይደለም : ጣሉ : አላቸው ፤ ወዲያውም : ገመዶቻቸውና : ዘንጎቻቸው : ከደግሞታቸው : የተነሳ : እነርሱ : የሚረጡ : (እባቦች) : ኾነው : ወደርሱ : ተመሰሉ ።

67 ሙሳም : በነፍሱ : ውስጥ : ፍርሃትን : አሳደረ ።

68 — አትፍሩ : አንተ : የበላዩ : አንተ : ነህና : አልነው ።

69 በቀኝ : እጅህ : ያለችውንም : በትር : ጣል ፤ ያንን : የሠሩትን : ትውጣላችና ፤ ያ : የሠሩት : ሁሉ : የደግሞተኛ : ተንኮል : ነውና ፤ ደግሞተኛም : በመጣበት : ስፍራ : ሁሉ : አይቀናውም : (አልን) ።

70 ደግሞተኞቹም : ሰጋጆች : ኾነው ወደቁ ፤ በሃሩንና : በሙሳ : ጌታ : አመንን : አሉ ።

71 (ፈርዖንም) : ለናንተ : ሳልፈቅድላችሁ : በፊት : ለርሱ : አመናችሁን ? እርሱ : በእርግጥ : ያ : ደግሞትን : ያስተማራችሁ : ትልቃችሁ : ነው ፤ እጆቻችሁንና : እግሮቻችሁን : በማናጋት : (ግራና : ቀኝን : በማፈራረቅ) : እቆራርጣችኋለሁ ፤ በዘምባባም : ግንደች : ላይ : እሰቅላችኋለሁ ፤ ማንኛችንም : ቅጣቱ : በጣም : ብርቱ : የሚቆይም : መኾኑን : ታውቃላችሁ : አላቸው ።

72 ከመጡልን : ታምራቶችና : ከዚያም : ከፈጠረን : (አምላክ) : ፈጽሞ : አንመርጥህም ፤ አንተም : የምትፈርደውን : ፍረድ ፤ የምትፈርደው : በዚች : በእነስተኛይቱ : ሕይወት : ብቻ : ነው : አሉ ።

73 ኃጢአቶቻችንንና : ከደግሞትም : በርሱ : ላይ : ያሰገደድከንን : ለኛ : ይምረን : ዘንድ : እኛ :

በጌታችን : እምነናል ፤ አላህም : በጣም : በላጭ : ነው ፤ (ቅጣ ቱም) : በጣም : የሚዘወትር : ነው : አሉ ።

74 እነሆ : ከሐዲ : ሹኖ : ወደ : ጌታው : የሚመጣ : ሰው : ለርሱ : ገህነም : አለችው ፤ በውስጡም : አይሞትም : ሕያውም : አይኾን ።

75 በሳ : ሥራዎችን : በእርግጥ : የሠራ : ምእምን : ሹኖ : የመጣ ውም : ሰው : እነዚያ : ለነሱ : ከፍተኛ : ደረጃዎች : አሏቸው ።

76 ከስሮቻቸው : ወንዞች : የሚፈሱ ባቸው : የመኖሪያ : ገነቶች : በውስጣቸው : ዘውታሪዎች : ሲኾኑ : (አሏቸው) ፤ ይህም : የተጥራራ : ሰው : ምንዳ : ነው ።

77 ወደ : ሙሳም : ባርቹን : ይዘህ : በሌሊት : ኺድ ፤ ለነሱም : በባሕር : ውስጥ : ደረቅ : መንገድን : አድርግላቸው ፤ መገኘትን : አትፍራ ፤ (ከመስጠም) : አትጨነቅ ቅም : ስንል : በእርግጥ : ላክን በት ።

78 ፈርዖንም : ከሰራዊቱ : ጋር : ሹኖ : ተከተላቸው ፤ ከባሕሩም : የሚሸፍን : ሸፈናቸው ።

79 ፈርዖንም : ሕዝቦቹን : አሳሳታቸው ፤ ቅኑንም : መንገድ : አልመራቸውም ።

80 የእስራኤል : ልጆች : ሆይ : ከጠላታችሁ : በእርግጥ : አዳንናችሁ ፤ በጡርም : ቀኝ : ጐን : ቀጠሮ : አደረግንላችሁ ፤ በናንተም : ላይ : መናንና : ድርጭትን : አወረድን ላችሁ ።

81 ከሰጠናችሁ : ሲላይ ፤ ከመልካሙ : ብሉ ፤ በርሱም : ወሰንን :

አትለፉ ፤ ቁጣዬ : በናንተ : ላይ : ይወርድባችኋልና ፤ በርሱም : ላይ : ቁጣዬ : የሚወርድበት : ሰው : በእርግጥ : ይጠፋል ።

82 እኔም : ለተጸጸተ : ላመነም : መልካምንም : ለሠራ : ከዚያም : ለተመራ : ሰው : በእርግጥ : መሐሪ : ነኝ ።

83 ሙሳ : ሆይ ! ከሕዝቦችህ : ምን : አስቸኮለህም ? (ተባለ) ።

84 እነሱ : እነዚህ ፤ በዱካዬ : ላይ : ያሉ : ናቸው ፤ ጌታዬ : ሆይ ! ትወድልኝም : ዘንድ : ወደ : አንተ : ቸኮልኩ : አለ ።

85 (አላህ) : እኛም : ከአንተ : በኋላ ፤ ሰዎችህን : በእርግጥ : ፈትተን ፤ ሳምራዊውም : አሳሳታቸው : አለው ።

86 ሙሳም : ወደ : ሰዎቹ : የተቆጣ : ያዘነ : ሹኖ : ተመለስ ፤ ሕዝቦቼ : ሆይ : ጌታችሁ : መልካም : ተስፋን : አልቀጠራችሁምን ? ቀጠሮው : በናንተ : ላይ : ረዘመባችሁን ? ወይስ : በናንተ : ላይ : ከጌታችሁ : ቅጣት : ሊወርድባችሁ : ፈለጋችሁና : ቀጠሮየን : አፈረሳችሁን ? አላቸው ።

87 ቀጠሮህን : በፈቃዳችን : አልጣስንም ፤ ግን : እኛ : ከሕዝቦቼ : ጌጥ : ሸክሞችን : ተጫን : (1) (በእሳት : ላይ) : ጣልናትም ፤ ሳምራዊውም : እንደዚሁ : ጣለ : አሉት ።

88 ለነሱም : አካል : የኾነ : ጥጃን : ለርሱ : መንጎር : ያለውን : አወጣላቸው ፤ (ተከታዮቹ) : ይህ : እም

1 ተሸከምን ።

ላካችሁ : የሙሳም : እምላክ : ነው ፤ ግን : ረሳው : አሉም ።

89 ወደነሱ : ንግግርን : የማይመልስ : ለነሱም : ጐዳትንና : ጥቅምን : የማይችል : መኾኑን : አያደምን ?

90 ሃሩንም : ከዚያ : በፊት : በእርግጥ : አላቸው :- ሕዝቦቼ : ሆይ : (ይህ) : በርሱ : የተሞከራችሁበት : ብቻ : ነው ፤ ጌታችሁም : አልረሕማን : ነው ፤ ተከተሉኝም ፤ ትእዛዜንም : ስሙ ።

91 ሙሳ : ወደኛ : እስከሚመለስ : በርሱ : (መገዛት) : ላይ : ከመቆየት : ፈጽሞ : አንወገድም : አሉ ።

92 (ሙሳ) : አለ :- ሃሩን : ሆይ : ተሳስተው : ባየሃቸው : ጊዜ : ምን : ከለክልህ ?

93 እኔን : ከመከተል ፤ ትእዛዜን : ጣስክን ?

94 የእናቴ : ልጅ : ሆይ : ጢሚንም : ራሴንም : አትያዝ ፤ እኔ : በእስራኤል : ልጆች : መካከል : ለያየህ : ቃሌንም : አልጠበቅህም : ማለት ህን : ፈራሁ : አለው ።

95 (ሙሳ) : ሳምራዊው : ሆይ : ነገር ህም : ምንድን : ነው ? አለ ።

96 ያላዩትን : ነገር : (1) አየሁ ፤ ከመልክተኛው : (ከፈረሱ : ኮቴ) : ዱካም : ጭብጥ : ዐፈርን : ዘገንኩ ፤ (በቅርፁ : ላይ) : ጣልኳትም ፤ እንደዚሁም : ነፍሴ : ሸለመችልኝ : አለ ።

97 አለው :- ኺድ ፤ ላንተም : በሕይወትህ : (ለአየኸው : ሰው : ሁሉ) : መነካካት : የለም : ማለት : አለህ ፤ ለአንተም : ፈጽሞ : የማትጣሰው :

1 የጂብራል : ባዝራ : ፈረስ : የረገጠችው : መለምሰሙን ።

(1) ቀጠሮ : አለህ ፤ ወደዚያም : በርሱ : ላይ : ተገዢው : ኾነህ : ወደ : ቆየህበት : እምላክህ : ተመልክት ፤ በእርግጥ : እናቃጥለዋለን ፤ ከዚያም : በባሕሩ : ውስጥ : መበተንን : እንበትነዋለን ።

98 ጌታችሁ : ያ : ከርሱ : በቀር : ሌላ : እምላክ : የሌለ : የኾነው : አላህ : ብቻ : ነው ፤ ዕውቀቱ : ነገርን : ሁሉ : አዳረሰ ።

99 እንደዚሁ : በእርግጥ : ካለፉት : ወራዎች : ባንተ : ላይ : እንተርካለን ፤ ከኛም : ዘንድ : ቁርአንን : በእርግጥ : ሰጠንህ ።

100 ከርሱ : ያፈገፈገ : ሰው : እርሱ : በትንሣኤ : ቀን : ከባድን : ቅጣት ይሸከማል ።

101 በርሱ : ውስጥ : ዘውታሪዎች : ኾነው : (ይሸከማሉ) ፤ በትንሣኤም : ቀን : ለነሱ : የኾነው : ሸክም : ከፋ !

102 በቀንዱ : በሚነፋ : ቀን : (ሸከማቸው : ከፋ) ፤ ከሐዲዎችንም : በዚያ : ቀን : (ዓይኖቻቸው) : ሰማያዊዎች : ኾነው : እንሰበስባቸዋለን ።

103 ዐሥርን : (ቀን) : እንጂ : አልቆያችሁም : በመባባል : በመካከላቸው : ይንሾካሾካሉ።

104 በሐሳብ : ቀጥተኛቸው : አንድን : ቀን : እንጅ : አልቆያችሁም : በሚል : ጊዜ : የሚሉትን : ነገር : እኛ : ዐዋቂዎች : ነን ።

105 ከጋራዎችም : ይጠይቁሃል ፤ በላቸው :- ጌታዬ : መበተንን : ይበትናቸዋል ።

1 አላህ : የማይጥሰው : የማይቀር : ቀጠሮ : አለህ ።

106 ትክክል ፡ ሚዳም ፡ ሽና ፡ ይተዋ ታል ።
 107 በርሷ ፡ ዝቅታና ፡ ከፍታን ፡ አታ ይም ።
 108 በዚያ ፡ ቀን ፡ (ለመሰብሰብ) ፡ ጠሪ ውን ፡ ለርሱ ፡ መጣመም ፡ የሌለ ውን ፡ መከተል ፡ ይከተላሉ ፤ ድም ጸኝም ፡ ለአልረሕማን ፡ ጸጥ ፡ ይላሉ ፡ ስለዚህ ፡ ሹክሹክታን ፡ እንጂ ፡ አትሰማም ።
 109 በዚያ ፡ ቀን ፡ ለርሱ ፡ አልረሕማን ፡ የፈቀደለትንና ፡ ለርሱም ፡ ቃልን ፡ የወደደለትን ፡ ሰው ፡ ቢሾን ፡ እንጅ ፡ ምልጃ ፡ (አንድንም) ፡ አትጠቅምም ።
 110 በስተፊታቸው ፡ ያለውን ፡ በስተ ጳላቸውም ፡ ያለውን ፡ ሁሉ ፡ ያው ቃል ፤ በርሱም ፡ ዕውቀትን ፡ አያ ካብቡም ፤ (አያውቁም) ።
 111 ፊቶችም ፡ ሁሉ ፡ ሕያው ፡ አስተና ባሪ ፡ ለሾነው ፡ (አላህ) ፡ ተዋረዱ ፤ በደልንም ፡ የተሸከመ ፡ ሰው ፡ በእርግጥ ፡ ከሰረ ።
 112 እርሱ ፡ አማኝ ፡ ሽና ፡ ከመልካም ፡ ሥራዎችም ፡ የሠራ ፡ ሰው ፡ በደልንም ፡ መጉደልንም ፡ አይፈራም ።
 113 እንደዚሁም ፡ ዐረብኛ ፡ ቁርአን ፡ ሽና ፡ አወረድነው ፤ አላህንም ፡ ይፈሩ ፡ ዘንድ ፡ ወይም ፡ ለነሱ ፡ ግሣጺን ፡ ያድስላቸው ፡ ዘንድ ፡ ከዛቻ ፡ ደጋግመን ፡ በውስጡ ፡ ገለጽን ።
 114 እውነተኛው ፡ ንጉሥ ፡ አላህም ፡ (ከሓዲዎች ፡ ከሚሉት) ፡ ላቀ ፤ ወደ ፡ አንተ ፡ መወረዱም ፡ ከመፈጸሙ ፡ በፊት ፡ በማንበብ ፡ አትቸኩል ፤ ጌታዬ ፡ ሆይ! ዕውቀትንም ፡ ጨምርልኝ ፡ በል ።

115 ወደ ፡ አደምም ፡ ከዚህ ፡ በፊት ፡ ኪዳንን ፡ በእርግጥ ፡ አወረድን ፤ ረሳም ፤ ለርሱም ፡ ቆራጥነትን ፡ አላገኘንለትም ።
 116 ለመላእክትም ፡ ለአዳም ፡ ስገዱ ፡ ባልን ፡ ጊዜ ፡ (አስታውስ) ፤ ሰገዱም ፤ ኢብሊስ ፡ ብቻ ፡ ሲቀር ፡ እምቢ ፡ አለ ።
 117 አልንም ፡— አደም ፡ ሆይ! ይህ ፡ ላንተም ፡ ለሚስትህም ፡ በእርግጥ ፡ ጠላት ፡ ነው ፤ ስለዚህ ፡ ከገነት ፡ አያውጣችሁ ፤ ትላፋላህና ፤
 118 ለአንተ ፡ በርሷ ፡ ውስጥ ፡ አለመራብና ፡ አለመታረዝ ፡ አለህ ።
 119 አንተም ፡ በርሷ ፡ ውስጥ ፡ አትጥጠማም ፤ በፀሐይም ፡ አትተኩስም ።
 120 ሰይጣንም ፡ ወደርሱ ፡ ጎተ ጎተ ፡— አደም ፡ ሆይ! በመዘውተሪያ ፡ ዛፍ ፡ (1) በማይጠፋ ፡ ንግሥናም ፡ ላይ ፡ ላመለከትህን? አለው ።
 121 ከርሷም ፡ በልሉ ፤ ለነርሱም ፡ ጎፍረተ ፡ ገላቸው ፡ ተገለጸች ፤ ከገነትም ፡ ቅጠል ፡ በላያቸው ፡ ላይ ፡ ይለጥፉ ፡ ጀመር ፤ አደምም ፡ የጌታውን ፡ ትእዛዝ ፡ (ረስቶ) ፡ ጣሰ ፤ (ከፈለገው ፡ መዘውተር) ፡ ተሳሳተም ።
 122 ከዚያም ፡ ጌታው ፡ መረጠው ፡ ከርሱም ፡ ጸጸቱን ፡ ተቀበለው ፡ መራውም ።
 123 አላቸው ፡— ከፈላችሁም ፡ ለከፊሉ ፡ ጠላት ፡ ሲሾን ፡ ሁላችሁም ፡ ከርሷ ፡ ውረዱ ፤ ከኔም ፡

1 የበላት ፡ ሁልጊዜ ፡ ሕያው ፡ ሽና ፡ የሚዘወትርባት ፡ በሽነች ።

የሾነ ፡ መሪ ፡ ቢመጣላችሁ ፡ መሪ የን ፡ የተከተለ ፡ አይሳሳትም ፡ አይቸገርምም ።
 124 ከግሣጺያም ፡ የዞረ ፡ ሰው ፡ ለርሱ ፡ ጠባብ ፡ ኑሮ ፡ አልለው ፤ በትንሣኤም ፡ ቀን ፡ ዕውር ፡ ሽና ፡ እንቀስቅሰዋለን ።
 125 — ጌታዬ ፡ ሆይ ፡ ለምን ፡ ዕውር ፡ አድርገህ ፡ አስነሳሽኝ? በእርግጥ ፡ የማይ ፡ የነበርኩ ፡ ስሾን ፡ ይላል ።
 126 (ነገሩ) ፡ እንደዚሁ ፡ ነው ፤ ታምራታችን ፡ መጣችልህ ፤ ተውካትም ፡ እንደዚሁም ፡ ዛሬ ፡ ትተዋለህ ፡ ይለዋል ።
 127 እንደዚሁም ፡ ያጋራንና ፡ በጌታው ፡ አንቀጸች ፡ ያላመነን ፡ ሰው ፡ እንቀጣዋለን ፤ የመጨረሻይቱም ፡ ዓለም ፡ ቅጣት ፡ በጣም ፡ ብርቱ ፡ ሁል ፡ ጊዜ ፡ ዘውታሪም ፡ ነው ።
 128 (ቁረይሾች) ፡ ከነሱ ፡ በፊት ፡ ከክፍለ ፡ ዘመናት ፡ ሕዝቦች ፡ ብዙዎችን ፡ ያጠፋን ፡ መሾናችን ፡ በመኖሪያዎቻቸው ፡ የሚሽዱ ፡ ሽነው ፡ ሳሉ ፡ ለነርሱ ፡ አልተገለጸላቸውምን? በዚህ ፡ ውስጥ ፡ ለአእምሮ ፡ ባለ ፡ ቤቶች ፡ በእርግጥ ፡ መልክቶች ፡ አሉበት ።
 129 ከጌታህ ፡ ያለፈች ፡ ቃልና ፡ የተወሰነ ፡ ጊዜ ፡ ባልነበረ ፡ ኖሮ ፡ (ቅጣቱ ፡ አሁኑ) ፡ የሚይዛቸው ፡ ይሾን ፡ ነበር ።
 130 በሚሉትም ፡ ላይ ፡ ታገሥ ፡ ጌታህንም ፡ ፀሐይ ፡ ከመውጣትዋ ፡ በፊት ፡ ከመግባትዋም ፡ በፊት ፡

የምታመሠግን ፡ ሽነህ ፡ አጥራው ፤ (ስገድ) ፤ ከሌሊት ፡ ሰዓቶችም ፡ በቀን ፡ ጫፎችም ፡ አጥራው ፤ (በሚሰጥህ ፡ ምንጻ) ፡ ልትወድ ፡ ይከጀላልና ።
 131 ዓይኖችህንም ፡ ከነርሱ ፡ (ከሰዎቹ) ፡ ክፍሎችን ፡ በርሱ ፡ ልንፈትናቸው ፡ ወደ ፡ አጣቀምንበት ፡ ወደ ፡ ቅርቢቱ ፡ ሕይወት ፡ ጌጦች ፡ አትዘርጋ ። የጌታህ ፡ ሲሳይም ፡ በጣም ፡ በላጭ ፡ ዘውታሪም ፡ ነው ።
 132 ቤተሰብህንም ፡ በሰግደት ፡ እዘዝ ፤ በርሷም ፡ ላይ ፡ ዘውትር ፤ ሲሳይን ፡ አንጠይቅህም ፤ እኛ ፡ እንሰጥላን ፤ መልካሚቱ ፡ መጨረሻም ፡ ለጥንቁቆቹ ፡ ናት ።
 133 ከጌታውም ፡ በሾነ ፡ ታምር ፡ አይመጣንምን? አሉ ፤ በመጀመሪያዎቹ ፡ ጽሑፎች ፡ ውስጥ ፡ ያለችው ፡ ማስረጃ ፡ አልመጣቻቸውምን?
 134 እኛም ፡ ከርሱ ፡ (ከሙሐመድ ፡ መላክ) ፡ በፊት ፡ በቅጣት ፡ ባጠፋናቸው ፡ ኖሮ ፡— ጌታችን ፡ ሆይ! ከመዋረዳችንና ፡ ከማፈራችን ፡ በፊት ፡ አንቀጸችህን ፡ እንከተል ፡ ዘንድ ፡ ወደኛ ፡ መልክተኛን ፡ አትልክም ፡ ነበርን? ባሉ ፡ ነበር ።
 135 ሁሉም ፡ ተጠባባቂ ፡ ነው ፡ ተጠባባቂም ፤ የቀጥታውም ፡ መንገድ ፡ ባለቤቶች ፡ እነማን ፡ እንደ ፡ ሾኑ ፡ እነማንም ፡ እንደ ፡ ተመሩ ፡ ወደ ፊት ፡ ታውቃላችሁ ፡ በላቸው ።



21ኛ : ሱረቱ : አል-አንቢያ : (የንቢያት : ምዕራፍ) ። በመካ : የወረደች : ናት ፤ አያትዋ : (አንቀጾችዋ) : 112 : ናቸው ።

በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም :
 ርኅሩህ : በጣም : አዛኝ : በሆነው ።
 1 ለሰዎች : እነሱ : በዝንጋቱ : ውስጥ : (መሰናዳትን) : የተው : ሽንው : ሳሉ : ምርመራቸው : ቀረበ ።
 2 ከጌታቸው : አዲስ : የተወረደ : ቁርአን : አይመጣላቸውም : እነሱ : የሚያላገጡ : ሽንው : የሚያደምጡት : ቢሾኑ : እንጂ ።
 3 ልቦቻቸው : ዝንጉዎች : ሽንው : (የሚያዳምጡት : ቢሾኑ : እንጅ) ፤ እነዚያም : የበደሉት : ሰዎች : መንሾካሾክን : ደበቁ : ይህ : ብጤያችሁ : ሰው : እንጅ : ሌላ : ነውን ? እናንተም : የምታዩ : ስትሾኑ : ድግምትን : ለመቀበል : ትመጣላችሁን ? (አሉ) ።
 4 (ሙሐመድም) : ጌታዬ : ቃልን : ሁሉ : በሰማይና : በምድር : ውስጥ : ያለ : ሲሾን : ያውቃል ፤ እርሱም : ሰሚው : ዐዋቂው : ነው : አለ ።
 5 ፡-በውነቱ : (ቁርአን) : የሕልሞች : ቅዠቶች : ነው ፤ ይልቁንም : ቀጠፊው ፤ እንዲያውም : እርሱ : ቅኔን : ገጣሚ : ነው ፤ የቀድሞዎቹም : እንደ : ተላኩ : (መልክተኛ : ከሾኑ) : በታምር : ይምጣብን : አሉ ።

6 ከነሱ : በፊት : ያጠፋናት : ከተማ : አላመነችም ፤ ታዲያ : እነሱ : ያምናሉን ?
 7 ከአንተም : በፊት : ወደነሱ : የምናወርድላቸው : የሾኑ : ሰዎችን : እንጂ : ሌላን : አልላክንም ። የማታውቁም : ብትሾኑ : የመጽሐፉን : ባለቤቶች : ጠይቁ ።
 8 ምግብን : የማይበሉ : አካልም : አላደረግናቸውም ፤ ዘውታሪዎችም : አልነበሩም ።
 9 ከዚያም : ቀጠሮን : ሞላንላቸው : አዳናቸውም ፤ የምንሻውንም : ሰው : (አዳን) ፤ ወሰን : አላፈጸምንም : አጠፋን ።
 10 ክብራችሁ : በውስጡ : ያለበትን : መጽሐፍ : ወደናንተ : በእርግጥ : አወረድን ፤ አታውቁምን ?
 11 በዳይም : ከነበረች : ከተማ : ያጠፋናትና : ከኋላም : ሌሎችን : ሕዝቦች : ያስገኘነው : ብዙ : ናት ።
 12 ቅጣታችንም : በተሰማቸው : ጊዜ ፤ እነሱ : ወዲያውኑ : ከርሷ : (ለመሸሽ) : ይገሠግሳሉ ።
 13 አትገሥግሡ ፤ ትልለመኑም : ይሾናልና ። በርሱ : ወደ : ተቀማጠላችሁበት : ጸጋ : ወደ : መኖሪያዎቻችሁም : ተመለሱ : (ይባላሉ) ። (1)

1 ይህንን የሚባሉት ፡ ለቅጥጥ ፡ ነው ።

14 ፡-ዋ : ጥፋታችን ! እኛ : በእርግጥ : በዳዮች : ነበርን ፤ ይላሉ ።
 15 የታጨዱ : ሬሳዎችም : እስካደረግናቸው : ድረስ ፤ ይህቺ : ጥሪያቸው : ከመሾን : አልተወገደችም ።
 16 ሰማይንና : ምድርን : በመካከላቸው : ያለውንም : ሁሉ : ቀላጆች : ሾኑን ፤ አልፈጠርንም ።
 17 መጫወቻን : (ሚስትን ፡ ልጅን) ፡ ልንይዝ ፡ በሻን ፡ ኖሮ ፡ ከኛ ፡ ዘንድ ፡ በያዝነው ፡ ነበር ፡ (ግን) ፡ ሠሪዎች ፡ አይደለንም ።
 18 በእርግጥ : እውነትን ፡ በውሸት ፡ ላይ ፡ እንጥላለን ፤ አንጉሱን ፡ ያፈርሰዋልም ፤ ወዲያውም ፡ እርሱ ፡ ጠፊ ፡ ነው ፤ ለናንተም ፡ ከዚያ ፡ (ሚስትና ፡ ልጅ ፡ አለው ፡ በማለት) ፡ ከምትመጡት ፡ ነገር ፡ ብርቱ ፡ ቅጣት ፡ አላችሁ ፤ (ወዮላችሁ) ።
 19 በሰማያትና ፡ በምድር ፡ ያለው ፡ ሁሉም ፡ የርሱ ፡ ነው ፤ እርሱ ፡ ዘንድ ፡ ያሉትም ፡ (መላእክት) ፡ እርሱን ፡ ከመገዛት ፡ አይኮሩም ፤ አይሰለጩምም ።
 20 በሌሊትና ፡ በቀንም ፡ ያጠሩታል ፤ አያርፉም ።
 21 ይልቁንም ፡ ከምድር ፡ የሾኑን ፡ እነሱ ፡ ሙታንን ፡ የሚያስነሱን ፡ አማልክት ፡ ያዙን ? (የለም) ።
 22 በሁለቱ ፡ (በሰማያትና ፡ በምድር) ፡ ውስጥ ፡ ከአላህ ፡ ሌላ ፡ አማልክት ፡ በነበሩ ፡ ኖሮ ፡ በተበላሹ ፡ ነበር ፤ የዐርሹ ፡ ጌታ ፡ አላህም ፡ ከሚሉት ፡ ሁሉ ፡ ጠራ ።
 23 ከሚሠራው ፡ ሁሉ ፡ አይጠየቅም ፤ እነሱ ፡ (ፍጥረቶቹ) ፡ ግን ፡ ይጠየቃሉ ።

24 ይልቁንም ፡ ከርሱ ፡ ሌላ ፡ አማልክትን ፡ ያዙን ? አስረጃችሁን ፡ አምጡ ፤ ይህ ፡ (ቁርአን) ፡ እኔ ፡ ዘንድ ፡ ያለው ፡ ሕዝብ ፡ መገሠጫ ፡ ከኔ ፡ በፊትም ፡ የነበሩት ፡ ሕዝቦች ፡ መገሠጫ ፡ ነው ፡ በላቸው ። በውነቱ ፡ አብዛኞቻቸው ፡ እውነቱን ፡ አያውቁም ። ስለዚህ ፡ እነሱ ፡ እንቢተኞች ፡ ናቸው ።
 25 ከአንተ ፡ በፊትም ፡ እነሆ ፡ ከኔ ፡ ሌላ ፡ አምላክ ፡ የለምና ፡ ተገዙኝ ፡ በማለት ፡ ወደርሱ ፡ የምናወርድለት ፡ ቢሾን ፡ እንጅ ፡ ከመልክተኛ ፡ አንድንም ፡ አልላክንም ።
 26 አልረሕማንም ፡ (ከመላእክት) ፡ ልጅን ፡ ያዘ ፡ አሉ ፤ ጥራት ፡ ተገባው ፤ አይደለም ፡ (መላእክት) ፡ የተከበሩ ፡ ባሮች ፡ ናቸው ።
 27 በንግግር ፡ አይቀድሙትም ፤ (ያላለውን ፡ አይሉም) ፤ እነሱም ፡ በትእዛዙ ፡ ይሠራሉ ።
 28 በፊታቸው ፡ ያለውንና ፡ በኋላቸው ፡ ያለውንም ፡ ሁሉ ፡ ያውቃል ፤ ለወደደውም ፡ ሰው ፡ እንጅ ፡ ለሌላው ፡ አያማልዱም ፤ እነሱም ፡ እርሱን ፡ ከመፍራታቸው ፡ የተነሳ ፡ ተጨናቂዎች ፡ ናቸው ።
 29 ከነሱም ፡ እኔ ፡ ከርሱ ፡ ሌላ ፡ አምላክ ፡ ነኝ ፡ የሚል ፡ ያንን ፡ ገሀነምን ፡ እንመነዳለን ፤ እንደዚሁ ፡ በዳዮችን ፡ እንመነዳለን ።
 30 እነዚያም ፡ የካዱት ፡ ሰማያትና ፡ ምድር ፡ የተጣበቁ ፡ የነበሩና ፡ የለያየናቸው ፡ መሾናችንን ፡ አያውቁምን ? ሕያው ፡ የሾኑንም ፡ ነገር ፡ ሁሉ ፡ ከውሃ ፡ ፈጠርን ፤ አያምኑምን ?

31 በምድርም : ውስጥ : በነሱ : እንደታረገርግ : ጋራዎችን : አደረግን ፤ ይመሩም : ዘንድ : በርሷ : ውስጥ : ሰፋፊ : መንገዶችን : አደረግን ።

32 ሰማይንም : (ከመውደቅ) : የተጠበቀ : ጣራ : አደረግን ፤ እነሱም : ከታምራቶቹ : ዘንጊዎች : ናቸው።

33 እርሱም : ሌሊትንና : ቀንን : ፀሐይንና : ጨረቃንም : የፈጠረ : ነው ፤ ሁሉም : በፈለካቸው : (1) ውስጥ : ይዋኛሉ ።

34 (ሙሐመድ : ሆይ !) ካንተ : በፊት : ለማንም : ሰው : ዘለዓለም : መኖርን : አላደረግንም ፤ ታዲያ : ብትሞት : እነሱ : ዘውታሪዎች : ናቸውን ?

35 ነፍስ : ሁሉ : ሞትን : ቀማሽ : ናት ፤ ለመፈተንም : በክፉም : በበጎም : እንሞክራችኋለን ፤ ወደኛም : ትመለሳላችሁ ።

36 እነዚያም : የካዱት : ሰዎች : ባዩህ : ጊዜ : መሳለቂያ : አድርገው : እንጂ : አይይዙህም ፤ እነሱ : በአልረሕማን : መወሳት : እነርሱ : ከሐዲዎች : ሲኾኑ : ያ : አማልክቶቻችሁን : (በክፉ) : የሚያነሳው : ይህ : ነውን ? (ይላሉ) ።

37 ሰው : ቸኳይ : ኾኖ : ተፈጠረ ፤ ታምራቶቹን : በእርግጥ : አሳያችኋለሁና : አታቻኩሉኝ ።

38 ይህ : ቀጠሮም : መቼ : ነው ? እውነተኛች : ከኾናችሁ : (አምጡት) : ይላሉ ።

39 እነዚያ : የካዱት : ከፊቶቻቸውና : ከጀርባዎቻቸው : ላይ : እሳትን : የማይከለክሉበትን : እነሱም : የማይረዳዱበትን : ጊዜ : ቢያ

ውቁ : ኖሮ : (ይህንን : አይሉም : ነበር) ።

40 ይልቁንም : (ሰዓቲቱ) : በድንገት : ትመጣቸዋለች ፤ ታዋልላቸዋለችም ፤ መመለሷንም : አይችሉም ፤ እነሱም : አይቆዩም ።

41 ከአንተ : በፊትም : የነበሩት : መልክተኞች : በእርግጥ : ተቀለደባቸው ፤ በነዚያም : ከነሱ : ይቀልዱ : በነበሩት : በርሱ : ይሳለቁበት : የነበሩት : (ቅጣት) : ሰፈረባቸው ።

42 ከአልረሕማን : (ቅጣት) : በሌሊትና : በቀን : የሚጠበቃችሁ : ማነው ? በላቸው ፤ በውነቱ : እነሱ : ከጌታቸው : ግሣጼ : (ከቁርአን) : ዘንጊዎች : ናቸው ።

43 ለነሱ : ከኛ : ሌላ : የምትከላከልላቸው : አማልክት : አለቻቸውን ? ነፍሶቻቸውን : መርዳትን : አይችሉም ፤ እነሱም : (ከሐዲዎቹ) : ከኛ : አይጠበቁም ።

44 በውነትም : እነዚህንና : አባቶቻቸውን : በነሱ : ላይ : ዕድሜ : እስከ : ረዘመባቸው : ድረስ : አጣቀምናቸው ፤ (ተታለሉም) : እኛ : ምድርን : ከጫፎችዋ : የምናጎድላት : ኾነን : ስንመጣባት : አያዩምን ? እነሱ : አሸናፊዎች : ናቸውን ?

45 -የማስፈራራችሁ : በተወረደልኝ : ብቻ : ነው : ግን : ደንቆሮዎች : በሚሰፈራሩ : ጊዜ : ጥሪን : አይሰሙም : በላቸው ።

46 ከጌታህ : ቅጣትም : ወላፊን : ብትነካቸው : ዋ : ጥፋታችን ! እኛ : በዳዮች : ነበርን : ይላሉ ።

47 በትንሣኤም : ቀን : ትከክለኛ : ሚዛናችን : እናቆማለን : ማንኛይ

ቱም : ነፍስ : ምንንም : አትበደልም ፤ (ሥራው) : የሰናፍጭ : ቅንጣት : ያክል : ቢኾንም : እርሷን : እናመጣታለን ፤ ተቆጣጣሪዎችም : በኛ : በቃ ።

48 ለሙሳና : ለሃሩንም : እውነትንና : ውሸትን : የሚለይን : ብርሃንንም : ለጥንቁቆችም : መገሠጫን : በእርግጥ : ሰጠናቸው ።

49 ለነዚያ : ጌታቸውን : በሩቅ : ለሚፈሩት : እነሱም : ከሰዓቲቱ : ተጨናቂዎች : ለኾኑት : (መገሠጫን : ሰጠን) ።

50 ይህም : (ቁርአን) : የወረድነው : የኾነ : ብሩክ : መገሠጫ : ነው ፤ ታዲያ : እናንተ : ለርሱ : ከሐዲዎች : ናችሁን ?

51 ለኢብራሂምም : ከዚያ : በፊት : ቅን : መንገዱን : በእርግጥ : ሰጠነው ፤ እኛም : በርሱ : (ተገቢነት) : ዐዋቂዎች : ነበርን ።

52 ለአባቱና : ለሕዝቦቹ :—ይህቺ : ቅርጸቅርጽ : ያቺ : እናንተ : ለርሷ : ተገዢዎች : የኾናችሁት : ምንድን : ናት ? ባለ : ጊዜ : (መራነው) ።

53 —አባቶቻችንን : ለርሷ : ተገዢዎች : ኾነው : አገኘን : አሉት ።

54 እናንተም : አባቶቻችሁም : በእርግጥ : በግልጽ : ስሕተት : ውስጥ : ነበራችሁ : አላቸው ።

55 በምሩ : መጣህልን ? ወይንስ : አንተ : ከሚቀልዱት : ነህ ? አሉት ።

56 አይደለም : ጌታችሁ : የሰማያትና : የምድር : ጌታ : ያ : የፈጠራቸው : ነው ፤ እኔም : በይሃችሁ : ላይ : ከመስከሪዎቹ : ነኝ : አለ ።

57 በአላህም : እምላላሁ : ዚሪዎች : ኾናችሁ : ከኼዳችሁ : በኋላ : ጣቶቻችሁን : ተንኮል : እሠራባቸዋለሁ : (አለ) ።

58 (ዘወር : ሲሉ) : ስብርብሮችም : አደረጋቸው ፤ ለነሱ : የኾነ : አንድ : ታላቅ : (ጣቶት) : ብቻ : ሲቀር : ወደርሱ : ይመለሱ : ዘንድ : (እርሱን : ተወው) ።

59 —በአማልክቶቻችን : ይህንን : የሠራ : ማነው ? እርሱ : በእርግጥ : ከበደለኞች : ነው : አሉ ።

60 ኢብራሂም : የሚባል : ጎበዝ : (በመጥፎ) : ሲያነሳቸው : ሰምተናል : ተባባሉ ።

61 ይመሰክሩበት : ዘንድ : በሰዎቹ : ዓይን : (ፊት) : ላይ : አምጡት : አሉ ።

62 ኢብራሂም : ሆይ ! በአማልክቶቻችን : ይህንን : የሠራህ : አንተ : ነህን ? አሉት ።

63 አይደለም : ይህ : ትልቃቸው : ሠራው ፤ ይናገሩም : እንደ : ኾነ : ጠይቋቸው : አለ ።

64 ወደ : ነፍሶቻቸውም : ተመለሱ ። እናንተ : (በመጠየቃችሁ) : በዳዮቹ : እናንተው : ናችሁም : ተባባሉ ።

65 ከዚያም : በራሶቻቸው : ላይ : ተገለበጡ ፤ (1) እነዚህ : የሚናገሩ : አለመኾናቸውን : በእርግጥ : ዐውቀሃል ፤ (አሉ) ።

66 ታዲያ : ለናንተ : ምንም : የማይጠቅማችሁንና : የማይጎዳችሁን : ነገር : ከአላህ : ሌላ : ትግዝላችሁን ? አላቸው ።

1 በመዛሪያቸው ።

1 ወደ : መጥፎው : ኾኔታቸው : ተመለሱ ።

67 ፍህ ! ለናንተ ፡ ከአላህ ፡ ሌላ ፡ ለም ትግዝዙትም ፡ ነገር ፤ አታውቁ ምን ? (አለ) ።

68 ፡-ሠሪዎች ፡ እንደ ፡ ሽናችሁ ፡ አቃ ጥሉት ፡ አማልክቶቻችሁንም ፡ እርዱ ፡ አሉ ። (በእሳት ፡ ላይ ፡ ጣሉትም) ።

69 ፡-እሳት ፡ ሆይ ! በአብራሂም ፡ ላይ ፡ ቀዝቃዛ ፤ ሰላምም ፡ ሹኝ ፡ አልን ።

70 በርሱም ፡ ተንኮልን ፡ አሰቡ ፤ በጣም ፡ ከሳሪዎችም ፡ አደረግናቸው ።

71 እርሱንና ፡ ሉጥንም ፡ ወደዚያች ፤ በውስጡ ፡ ለዓለማት ፡ በረከትን ፡ ወደ ፡ አደረግንባት ፡ ምድር ፡ (በመውሰድ) ፡ አዳን ።

72 ለርሱም ፡ ኢስሐቅን ፡ ያዕቆብንም ፡ ተጨማሪ ፡ አድርገን ፡ ሰጠነው ፤ ሁሉንም ፡ መልካሞች ፡ አደረግን ።

73 በትእዛዛችንም ፡ ወደ ፡ በጎ ፡ ሥራ ፡ የሚመሩ ፡ መሪዎች ፡ አደረግናቸው ፤ ወደነሱም ፡ መልካም ፡ ሥራዎችን ፡ መሥራትን ፡ ሰላትንም ፡ መስገድን ፡ ዘካንም ፡ መስጠትን ፡ አወረድን ፤ ለኛ ፡ ተገዢዎችም ፡ ነበሩ ።

74 ሉጥንም ፡ ፍርድንና ፡ ዕውቀትን ፡ ሰጠነው ፤ ከዚያችም ፡ መጥፎ ፡ ሥራዎችን ፡ ትሠራ ፡ ከነበረችው ፡ ከተማ ፡ አዳንነው ፤ እነሱ ፡ ክፉ ፡ ሰዎች ፡ አመጣኞች ፡ ነበሩና ።

75 በችሮታችንም ፡ ውስጥ ፡ አገባነው ፤ እርሱ ፡ ከመልካሞቹ ፡ ነውና ።

76 ኑሕንም ፡ ከዚያ ፡ በፊት ፡ (ጌታውን) ፡ በጠራ ፡ ጊዜ ፡ (አስታውስ) ፤ ለርሱም ፡ (ጥሪውን) ፡

ተቀበልነው ፤ እርሱንም ፡ ቤተሰቦቹንም ፡ ከከባድ ፡ ጭንቅ ፡ አዳን ።

77 ከነዚያም ፡ በታምራቶቻችን ፡ ከአስተባበሉት ፡ ሕዝቦች ፡ (ተንኮል) ፡ ጠበቅነው ፤ እነሱ ፡ ክፉ ፡ ሕዝቦች ፡ አመጣኞች ፡ ነበሩና ፤ ሁሉንም ፡ አሰጠምናቸውም ።

78 ዳውድንና ፡ ሱለይማንንም ፡ በአዝመራው ፡ ነገር ፡ በሚፈርዱ ፡ ጊዜ ፡ የሕዝቦቹ ፡ ፍየሎች ፡ ሌሊት ፡ በርሱ ፡ ውስጥ ፡ በተሠማሩ ፡ ጊዜ ፡ (አስታውስ) ፤ ፍርዳቸውንም ፡ ዐዋቂዎች ፡ ነበርን ።

79 ለሱለይማንም ፡ (ትክክለኛይቱን ፡ ፍርድ) ፡ አሳወቅናት ፤ ለሁሉም ፡ ጥበብንና ፡ ዕውቀትን ፡ ሰጠን ፤ ተራራዎችንም ፡ ከዳውድ ፡ ጋር ፡ የሚያወድሱ ፡ ሲኾኑ ፡ ገራን ፤ አእዋፍንም ፡ (እንደዚሁ ፡ ገራን) ፡ ሠሪዎችም ፡ ነበርን ።

80 የብረት ፡ ልብስንም ፡ ሥራ ፡ ለናንተ ፡ ከጠራችሁ ፡ ትጠብቃችሁ ፡ ዘንድ ፡ አስተማርነው ፤ እናንተ ፡ አመስጋኞች ፡ ናችሁን ?

81 ለሱለይማንም ፡ ነፋስን ፡ በጎይል ፡ የምትነፍስ ፡ በትእዛዙ ፡ ወደዚያች ፡ በርሷ ፡ ውስጥ ፡ በረከትን ፡ ወደ ፡ አደረግንባት ፡ ምድር ፡ (ወደ ፡ ሻም) ፡ የምትፈስ ፡ ስትኾን ፡ (ገራንለት) ፤ በነገሩ ፡ ሁሉም ፡ ዐዋቂዎች ፡ ነበርን ።

82 ከሰይጣናትም ፡ ለርሱ ፡ (ሉልን ፡ ለማውጣት) ፡ የሚጠልሙንና ፡ ከዚያም ፡ ሌላ ፡ ያለን ፡ ሥራ ፡ የሚሠሩን ፡ (ገራንለት) ፤ ለነሱም ፡ ተጠባባቂዎች ፡ ነበርን ።

83 አዩብንም ፡ (እዮብን) ፡ ጌታውን ፡ - እኔ ፡ መከራ ፡ አገኘኝ ፡

አንተም ፡ ከአዛኞች ፡ ሁሉ ፡ ይበልጥ ፡ አዛኝ ፡ ነህ ፡ ሲል ፡ በተጣራ ፡ ጊዜ ፡ (አስታውስ) ።

84 ለርሱም ፡ ጥሪውን ፡ ተቀበልነው ፤ ከጉዳትም ፡ በርሱ ፡ ላይ ፡ የነበረውን ፡ ሁሉ ፡ አስወገድን ፤ ቤተሰቦቹንም ፡ ከነሱም ፡ ጋር ፡ መሰላቸውን ፡ ከኛ ፡ ዘንድ ፡ ለችሮታና ፡ ለተገዢዎች ፡ ለማስገንዘብ ፡ ሰጠነው ።

85 ኢስማኒልንም ፡ ኢድሪስንም ፡ ዙልኪፍልንም ፡ (አስታውስ) ፤ ሁሉም ፡ ከታጋሾቹ ፡ ናቸው ።

86 በችሮታችንም ፡ ውስጥ ፡ አገባናቸው ፤ እነሱ ፡ ከመልካሞቹ ፡ ናቸውና ።

87 የዐሣውንም ፡ ባለቤት ፡ (1) ተቆጥቶ ፡ በኼደ ፡ ጊዜ ፡ (አስታውስ) ፤ በርሱም ፡ ላይ ፡ ፈጽሞ ፡ የማንፈርድበት ፡ መኾናችንን ፡ ጠረጠረ ፤ (ዐሳም ፡ ዋጠው) ፤ በጨለማዎችም ፡ ውስጥ ፡ ኾኖ ፡ -ከአንተ ፡ በቀር ፡ ሌላ ፡ አምላክ ፡ የለም ፤ ጥራት ፡ ይገባህ ፤ እኔ ፡ በእርግጥ ፡ ከበዳዮቹ ፡ ነበርኩ ፡ በማለት ፡ ተጣራ ።

88 ለርሱም ፡ ጥሪውን ፡ ተቀበልነው ፤ ከጭንቅም ፡ አዳነው ፤ እንደዚሁም ፡ ምእምናንን ፡ እናድናለን ።

89 ዘከሪያንም ፡ ጌታዬ ፡ ሆይ ! ብቻዬን ፡ አትተዎኝ ፤ አንተም ፡ ከወራሾች ፡ ሁሉ ፡ በላጭ ፡ ነህ ፡ ሲል ፡ ጌታውን ፡ በተጣራ ፡ ጊዜ ፡ (አስታውስ) ፤

90 ለርሱም ፡ ጥሪውን ፡ ተቀበልነው ፤ ለርሱም ፡ የሕያን ፡ ሰጠነው ፤ ለር

ሱም ፡ ሚስቱን ፡ አበጀንለት ፤ (1) እነሱ ፡ በበጎ ፡ ሥራዎች ፡ የሚቻኩሉ ፡ ከጃዮችና ፡ ፈሪዎች ፡ ኾነው ፡ የሚለምኑንም ፡ ነበሩ ፤ ለኛ ፡ ተዋራጆችም ፡ ነበሩ ፤

91 ያችንም ፡ ብልቷን ፡ የጠበቀቺውን ፡ በርሷም ፡ ውስጥ ፡ ከመንፈሳችን ፡ የነፋንባትን ፡ እርሷንም ፡ ልጅዋንም ፡ (እንደዚሁ) ፡ ለዓለማት ፡ ታምር ፡ ያደረግናትን ፡ (መርየምን ፡ አስታውስ) ።

92 ይህች ፡ (ሕግጋት) ፡ አንዲት ፡ መንገድ ፡ ስትኾን ፡ በእርግጥ ፡ ሃይማኖታችሁ ፡ ናት ፤ እኔም ፡ ጌታችሁ ፡ ነኝና ፡ ተገዡኝ ።

93 በሃይማኖታቸውም ፡ ነገር ፡ በመካከላቸው ፡ ተለያዩ ፤ ሁሉም ፡ ወደኛ ፡ ተመላሾች ፡ ናቸው ።

94 እርሱ ፡ ያመነ ፡ ኾኖ ፡ ከበጎ ፡ ሥራዎች ፡ ማንኛውንም ፡ የሚሠራም ፡ ሰው ፤ ምንዳውን ፡ አይነፈግም ፤ እኛም ፡ ለርሱ ፡ መዝጋቢዎች ፡ ነን ።

95 ባጠፋናትም ፡ ከተማ ፡ ላይ ፡ እነሱ ፡ (ወደኛ) ፡ የማይመለሱ ፡ መኾናቸው ፡ እብለት ፡ ነው ፤ (ይመለሳሉ) ።

96 የእጁጅና ፡ መእጁጅም ፡ እነርሱ ፡ ከየተረተሩ ፡ የሚንደረደሩ ፡ ሲኾኑ ፡ (ግድባቸው) ፡ በተከፈተች ፡ ጊዜ ፡

97 እውነተኛውም ፡ ቀጠሮ ፡ በቀረበ ፡ ጊዜ ፡ ያን ፡ ጊዜ ፡ እነሆ ፡ የነዚያ ፡ የካዱት ፡ ሰዎች ፡ ዓይኖች ፡ ይፈጥጣሉ ፤ ዋ ፡ ጥፋታችን ! ከዚህ ፡ (ቀን) ፡ በእርግጥ ፡ በዝንጋቴ ፡

1 የናስን ።
1 እንድትወልድ ፡ አደረግንለት ።

ላይ : ነበርን ፤ በውነትም : በዳ
 የች : ነበርን ፤ (ይላሉ) ።

98 እናንተ : ከአላህ : ሌላ : የምትግግ
 ዟቸውም : (ጣዖታት) : የገሀነም :
 ማገደዎች : ናችሁ ፤ እናንተ :
 ለርሷ : ወራጆች : ናችሁ ።

99 እነዚህ : (ጣዖታት) : አማልክት :
 በነበሩ : ኖሮ : አይገቡዎትም :
 ነበር ፤ ግን : ሁሉም : በርስዎ :
 ውስጥ : ዘውታሪዎች : ናችው ።

100 ለነርሱ : በርስዎ : ውስጥ : መንሰ
 ቅሰቅ : አላቸው ፤ እነርሱም : በው
 ሰጧ : (ምንንም) : አይሰሙም ።

101 እነዚያ : ከኛ : መልካምዎ : ቃል :
 ለነርሱ : ያለፈችላቸው : እነዚያ :
 ከርሷ : የተራቁ : ናችው ።

102 ድምጽዎን : አይሰሙም ፤ እነ
 ሱም : ነፍሶቻቸው : በሚሹት :
 ነገር : ውስጥ : ዘውታሪዎች :
 ናችው ።

103 ታላቁ : ድንጋጤ : አያስተክዛቸ
 ውም ፤ መላእክትም : ይህ : ያ :
 ትቀጠሩት : የነበራችሁት : ቀና
 ችሁ : ነው ፤ እያሉ : ይቀበሏቸ
 ዋል ።

104 ለመጽሐፎች : የኾኑ : ገጾች : እን
 ደሚጠቀሱሉ : ሰማይን : የምንጠ
 ቀልልበትን : ቀን : (አስታውስ) ፤
 የመጀመሪያን : ፍጥረት : እንደ :
 ጀመርን : እንመልሰዋለን ፤ (መፈ
 ጸሙ) : በኛ : ላይ : የኾነን :
 ቀጠሮ : ቀጠርን ፤ እኛ : (የቀጠ
 ርነውን) : ሠሪዎች : ነን ።

105 ምድርንም : መልካሞቹ : ባሮቹ :
 ይወርሷታል : ማለትን : ከመጽ
 ሐፉ : (ከተጠበቀው : ሰሌዳ) : በ
 ጎላ : በመጽሐፎቹ : በእርግጥ :
 ጽፈናል ።

106 በዚህ : (ቁርአን) : ውስጥ : ለተገ
 ገርዎች : ሕዝቦች : በቂነት :
 አለ ።

107 (ሙሐመድ : ሆይ !) ለዓለማትም :
 እዝነት : አድርገን : እንጅ : አልላ
 ክንህም ።


108 ያ : ወደኔ : የሚወረደው : አምላካ
 ችሁ : አንድ : አምላክ : ብቻ :
 ነው : ማለት : ነው ፤ ታዲያ :
 እናንተ : ፍጹም : ታዛዦች : ናች
 ሁን ? በላቸው ።

109 እምቢም : ቢሉ : (በማወቅ) : በእ
 ኩልነት : ላይ : ኾነን : (የታዘዘ
 ኩትን) : አስታወቅኋችሁ ፤ የም
 ትሰፈራሩበትም : ነገር : ቅርብ :
 ወይም : ሩቅ : መኾኑን : አላው
 ቅም ፤ በላቸው ።

110 እርሱ : ከንግግር : ጨኸትን :
 ያውቃል ፤ የምትደብቁትንም :
 ሁሉ : ያውቃል ።

111 እርሱም : (ቅጣትን : ማቆየት) :
 ምናልባት : ለናንተ : ፈተናና :
 እስከ : ጊዜው : መጣቀሚያ :
 እንደ : ኾነም : አላውቅም ፤ (በላ
 ቸው) ።

112 —ጌታዬ : ሆይ : በውነት : ፍ
 ረድ ፤ ጌታችንም : እጅግ : በጣም :
 ርኅሩኅ : በምትሉት : ነገር : ላይ :
 መታገዣ : ነው ፤ አለ ።



በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም :
 ርኅሩኅ : በጣም : አዛኝ : በኾ
 ነው ።

1 እላንተ : ሰዎች : ሆይ ! ጌታች
 ሁን : ፍሩ : የሰዓቲቱ : (1) እንቅ
 ጥቃጤ : በጣም : ከባድ : ነገር :
 ነውና ።

2 በምታዩዎት : ቀን : አጥቢ : ሁሉ :
 ከአጠባቸው : ልጅ : ትፈዝዛ
 ለች ፤ የእርግዝና : ባለቤት : የኾነ
 ችም : ሁሉ : እርጉዝዎን : ትጨነ
 ግፋላች ፤ ሰዎቹንም : (በድንጋጤ :
 ብርታት) : የሰከሩ : ኾነው : ታያ
 ለህ ፤ እነሱም : (ከመጠጥ) : የሰ
 ከሩ : አይደሉም ፤ ግን : የአላህ :
 ቅጣት : ብርቱ : ነው ።

3 ከሰዎቹም : ያለ : ዕውቀት : በአ
 ላህ : ነገር : የሚከራከር ፤ ሞገ
 ደኛ : ሰይጣንንም : ሁሉ : የሚከ
 ተል : ሰው : አለ ።

4 እነሆ ! የተከተለውን : ሰው :
 እርሱ : ያጠመዋል ፤ ወደ : ነዳጅ :
 እሳት : ስቃይም : ይመራዋል :
 ማለት : በርሱ : ላይ : ተጽፏል ።

5 እላንተ : ሰዎች : ሆይ ! ከመቀስ
 ቀስ : በመጠራጠር : ውስጥ :
 እንደ : ኾናችሁ : (አፈጣጠራች
 ሁን : ተመልከቱ) ፤ እኛም : ከዐ
 ፈር : ፈጠርናችሁ ፤ ከዚያም :
 ከፍቶት : ጠብታ : ከዚያም :
 ከረጋ : ደም : ከዚያም : ከቁራጭ :
 ሥጋ : ፍጥረትዎ : ሙሉ : ከኾነ

ችና : ሙሉ : ካልኾነች : (ችሉታ
 ችንን) : ለናንተ : ልንገልጽላችሁ :
 ፈጠርናችሁ ፤ የምንሻውንም :
 እስከ : ተወሰነ : ጊዜ : ድረስ :
 በማሕፀን : ውስጥ : እናረጋዋለን ፤
 ከዚያም : ሕፃን : ኾናችሁ : እናወ
 ጣችኋለን ፤ ከዚያም : ሙሉ : ጥን
 ካሪያችሁን : ትደርሱ : ዘንድ :
 (እናሳድጋችኋለን) ፤ ከናንተም :
 የሚሞት : ሰው : አለ ፤ ከናንተም :
 ከዕውቀት : በጎላ : ምንንም : እን
 ዳያውቅ : ወደ : ወራዳ : ዕድሜ :
 የሚመለስ : ሰው : አልለ ፤ ምድር
 ንም : ደረቅ : ኾና : ታያታለህ ፤
 በርሷም : ላይ : ውሃን : ባወረ
 ድን : ጊዜ : ትላወሳለች ፤ ትነፋላ
 ችም ፤ ውበት : ካለው : ጉሳ :
 ሁሉ : ታበቅላለችም ።

6 ይህ : አላህ : እርሱ : መኖሩ : የተ
 ረጋገጠ ፤ እርሱም : ሙታንን :
 ሕያው : የሚያደርግ ፤ እርሱም :
 በነገሩ : ሁሉ : ላይ : ቻይ : በመ
 ኾኑ : ነው ።

7 ሰዓቲቱም : መጪ : በርሷ : ፈ
 ጽሞ : ጥርጣራ : የሌለባት : በመ
 ኾኗ : አላህም : በመቃብሮች :
 ውስጥ : ያለን : ሁሉ : የሚቀስ
 ቅስ : በመኾኑ : ነው ።

8 ከሰዎችም : ውስጥ : ያለ : ዕው
 ቀት : ያለ : ማስረጃም : ያለ :
 አብራሪ : መጽሐፍም : በአላህ :
 ነገር : የሚከራከር : ሰው : አልለ ።

9 ጉኑን : ያጠፈ : ኾና : ከአላህ :

1 የትግግሉ : ቀን ።

መንገድ : ሊያሳስት : (ይከራከራል) ፤ በቅርቡ ፡ ዓለም ፡ ለርሱ ፡ ውርደት ፡ አለው ፤ በትንሣኤ ፡ ቀንም ፡ አቃጣይን ፡ ቅጣት ፡ እና ቀምሰዋለን ።

10 ይህ ፡ እጆችህ ፡ ባስቀደሙት ፡ ኃጢአት ፡ አላህም ፡ ለባሮቹ ፡ ፈጽሞ ፡ በዳይ ፡ ባለመኾኑ ፡ ነው ፡ (ይባላል) ።

11 ከሰዎችም ፡ (ከሃይማኖት) ፡ በጫፍ ፡ ላይ ፡ ሾኖ ፡ አላህን ፡ የሚግገዝ ፡ ሰው ፡ አለ ፤ ታዲያ ፡ መልካም ፡ ነገር ፡ ቢያገኘው ፡ በርሱ ፡ ይረጋል ፤ መከራም ፡ ብታገኘው ፡ በፊቱ ፡ ላይ ፡ ይገለበጣል ፡ የቅርቡቱን ፡ ዓለምም ፡ የመጨረሻይቱንም ፡ ከሰረጸ ፡ ይህ ፡ እርሱ ፡ ግልጽ ፡ ከሳራ ፡ ነው ።

12 ከአላህ ፡ ሌላ ፡ የማይገዛውንና ፡ የማይጠቅመውን ፡ ይግገዛል ፤ ይህ ፡ እርሱ ፡ (ከእውነት) ፡ የራቀ ፡ ስሕተት ፡ ነው ።

13 ያንን ፡ ከጥቅሙ ፡ ይልቅ ፡ ጉዳቱ ፡ የሚቀርብን ፡ ይግገዛል ፤ ረዳቱ ፡ ምንኛን ፡ ከፋ! ወዳጁም ፡ ምንኛ ፡ ከፋ!

14 አላህ ፡ እነዚያን ፡ ያመኑትንና ፡ መልካም ፡ ሥራዎችን ፡ የሠሩትን ፡ በስርቻቸው ፡ ወንዞች ፡ የሚፈሰባቸውን ፡ ገነቶች ፡ ያገባቸዋል ፤ አላህ ፡ የሚሻውን ፡ ነገር ፡ በእርግጥ ፡ ይሠራል ።

15 አላህ ፡ (መልክተኛውን) ፡ በቅርቡም ፡ በመጨረሻይቱም ፡ ዓለም ፡ አይረዳውም ፡ ብሎ ፡ የሚያስብ ፡ ሰው ፡ ገመድን ፡ ወደ ፡ ሰማይ ፡ ይዘርጋ ፤ ከዚያም ፡ (ትንፋሹ ፡ እስኪቆረጥ) ፡ ይታነቅ ፤ ተንኮሎ ፡ የሚያስቆጨውን ፡

ነገር ፡ ያስወግድለት ፡ እንደ ፡ ሆነም ፡ ይመልከት ።

16 እንደዚሁም ፡ (ቁርአንን) ፡ የተብራሩ ፡ አንቀጾች ፡ አድርገን ፡ አወረድነው ፤ አላህም ፡ የሚሻውን ፡ ሰው ፡ ይመራል ።

17 እነዚያ ፡ ያመኑ ፡ እነዚያም ፡ ይሁዳውያን ፡ የኾኑ ፡ ሳቢያኖችም ፡ ክርስቲያኖችም ፡ መጁሶችም ፡ (1) እነዚያም ፡ (ጣዖታትን ፡ በአላህ) ፡ ያጋሩ ፡ አላህ ፡ በትንሣኤ ፡ ቀን ፡ በመካከላቸው ፡ በፍርድ ፡ ይለያል ፤ አላህ ፡ በነገሩ ፡ ሁሉ ፡ ላይ ፡ በእርግጥ ፡ ዐዋቂ ፡ ነውና ።

18 አላህ ፡ በሰማያት ፡ ያለው ፡ ሁሉ ፡ በምድርም ፡ ያለው ፡ ሁሉ ፡ ፀሐይና ፡ ጨረቃም ፡ ከዋክብትም ፡ ተራራዎችም ፡ ዛፎችም ፡ ተንቀሳቃሾችም ፡ ከሰዎች ፡ ብዙዎችም ፡ ለርሱ ፡ የሚሰግዱለት ፡ መኾኑን ፡ አታውቁምን? ብዙውም ፡ በርሱ ፡ ላይ ፡ ቅጣት ፡ ተረጋገጠበት ፤ አላህ ፡ የሚያዋርደውም ፡ ሰው ፡ ለርሱ ፡ ምንም ፡ አካባቢ ፡ የለውም ፤ አላህ ፡ የሻውን ፡ ይሠራልና ።

19 እነዚህ ፡ (2) በጌታቸው ፡ የተከራከሩ ፡ ሁለት ፡ ባላጋራዎች ፡ ናቸው ፤ እነዚያም ፡ የካዱት ፡ ለነርሱ ፡ የእሳት ፡ ልብሶች ፡ ተለክተውላቸዋል ፤ ከራሶቻቸው ፡ በላይ ፡ የፈላ ፡ ውሃ ፡ ይምጧቸዋል ።

20 በሆዶቻቸው ፡ ውስጥ ፡ ያለው ፡ ቆዳዎቻቸውም ፡ በርሱ ፡ ይቀለጣሉ ።

1 በፀሐይና ፡ በጨረቃ ፡ በእሳት ፡ የሚያመልኩ ።

2 ያመኑትና ፡ እምስቱ ፡ ክፍሎች ፡ ከሐዲያኖች ።

21 ለነሱም ፡ (መቅጫ) ፡ ከብረት ፡ የኾኑ ፡ መደሻዎች ፡ አሉ ።

22 ከጭንቀት ፡ ብርታት ፡ የተነሣ ፡ ከርሷ ፡ ለመውጣት ፡ በፈለጉ ፡ ቍጥር ፡ በርሷ ፡ ውስጥ ፡ እንዲመለሱ ፡ ይደረጋሉ ፤ በጣም ፡ የሚያቃጥልንም ፡ ቅጣት ፡ ቅመሱ ፡ (ይባላሉ) ።

23 አላህ ፡ እነዚያን ፡ ያመኑትንና ፡ መልካም ፡ ሥራዎችን ፡ የሠሩትን ፡ ሰዎች ፡ በስርቻቸው ፡ ወንዞች ፡ የሚፈሰሱባቸውን ፡ ገነቶች ፡ ያገባቸዋል ፤ በርሷ ፡ ውስጥ ፡ ከወርቅ ፡ የኾኑን ፡ አንባሮችና ፡ ሉልን ፡ ይሸለማሉ ፤ በርሷ ፡ ውስጥ ፡ ልብሶቻቸውም ፡ ሐር ፡ ናቸው ።

24 ከንግግርም ፡ ወደ ፡ መልካሙ ፡ ተመሩ ፤ ወደ ፡ ምስገንም ፡ መንገድ ፡ ተመሩ ።

25 እነዚያ ፡ የካዱ ፡ ከአላህም ፡ መንገድና ፡ ከዚያም ፡ ለሰዎች ፡ በውስጡ ፡ ነዋሪ ፡ ለኾኑትም ፡ ከሩቅ ፡ ለሚመጡትም ፡ እኩል ፡ ካደረግነው ፡ ከተከበረው ፡ መስጊድ ፡ (ሰዎችን) ፡ የሚከለክሉ ፡ (አሳማሚን ፡ ቅጣት ፡ እናቀምሳቸዋለን) ። በርሱም ፡ ውስጥ ፡ (ከትክክለኛ ፡ መንገድ) ፡ በመዘንበል ፡ በዳይ ፡ ሾኖ ፡ (ማንኛውንም ፡ ነገር) ፡ የሚፈልግ ፡ ሰው ፡ ከአሳማሚ ፡ ቅጣት ፡ እናቀምሰዋለን ።

26 ለኢብራሂምም ፡ የቤቱን ፡ (የክዕባን) ፡ ስፍራ ፡ መመለሻ ፡ ባደረግንለት ፡ ጊዜ ፡ በኔ ፡ ምንንም ፡ አታጋራ ፤ ቤቴንም ፡ ለሚዘሩትና ፡ ለሚቆሙበት ፡ ለሚያገኙብሱትና ፡ በግንባራቸውም ፡ ለሚደፉት ፡

ንጹሕ ፡ አድርገላቸው ፡ (ባለነው ፡ ጊዜ ፡ አስታውስ) ።

27 (አልነውም) ፡— በሰዎችም ፡ ውስጥ ፡ በሐጅ ፡ ትእዛዝ ፡ ጥራ ፤ እግረኞች ፡ ከየሩቅ ፡ መንገድ ፡ በሚመጡ ፡ ከሲታ ፡ ግመሎችም ፡ ሁሉ ፡ ላይ ፡ ኾነው ፡ ይመጡሃልና ።

28 ለነሱ ፡ የኾኑ ፡ ጥቅሞችን ፡ ይጣዱ ዘንድ ፡ በታወቁ ፡ ቀኖችም ፡ ውስጥ ፡ ከለማዳ ፡ እንስሳዎች ፡ በሰጣቸው ፡ ሲሳይ ፡ ላይ ፡ የአላህን ፡ ስም ፡ ያወሱ ፡ ዘንድ ፡ (ይመጡሃል) ፤ ከርሷም ፡ ብሉ ፤ ችግረኛ ፡ ድኻንም ፡ አብሉ ።

29 ከዚያም ፡ (እንደ ፡ ጠጉርና ፡ ጥፍር ፡ ያሉትን) ፡ ትርፍ ፡ አካላቸውንና ፡ ዕድፋቸውን ፡ ያስወግዱ ፤ ስለቶቻቸውንም ፡ ይምሉ ፤ በጥንታዊውም ፡ ቤት ፡ ይዙሩ ።

30 (ነገሩ) ፡ ይህ ፡ ነው ፤ የአላህንም ፡ ሕግጋት ፡ የሚያከብር ፡ ሰው ፡ እርሱ ፡ እጌታው ፡ ዘንድ ፡ ለርሱ ፡ በጣም ፡ የተሻለ ፡ ነው ፤ የቤት ፡ እንስሳትም ፡ (1) በናንተ ፡ ላይ ፡ (እርም ፡ መኾኑ) ፡ ከሚነበብላችሁ ፡ በስተቀር ፡ ለናንተ ፡ ተፈቅዳላችኋለች ። ከጣዖታትም ፡ ርክሰት ፡ ተጠንቀቁ ፤ ሐሰትንም ፡ ቃል ፡ ራቁ ።

31 ለአላህ ፡ ታዛዦች ፡ በርሱ ፡ የማታጋሩ ፡ ሾኖችሁ ፡ (ከሐሰት ፡ ራቁ) ፤ በአላህም ፡ የሚያጋራ ፡ ሰው ፤ ከሰማይ ፡ እንደ ፡ ወደቀና ፡ በራሪ ፡ እንደምትነጥቀው ፡ ወይም ፡ ነፋስ ፡ እርሱን ፡ በሩቅ ፡ ስፍራ ፡ እንደምትጥለው ፡ ብጤ ፡ ነው ።

1 ግመል ፡ ከብት ፡ በግና ፡ ፍየል ።

32 (ነገሩ) : ይህ : ነው : የአላህንም : የሃይማኖት : ምልክቶች : (1) የሚያከብር : ሰው : እርሷ : ከልቦች : የጥንቅቅ : ጥንቃቄ : ናት ።

33 ለናንተ : በርሷ : እስከ : ተወሰነ : ጊዜ : ድረስ : ጥቅሞች : አሏችሁ : ከዚያም : (የማረጃ) : ስፍራዎ : እጥንታዊው : ቤት : አጠገብ : ነው ።

34 ለሕዝብም : ሁሉ : (ወደ : አላህ) : መሥዋዕት : ማቅረብን : ደነገግን ፤ ከቤት : እንስሳት : በሰጣቸው : ሲሳይ : ላይ : የአላህን : ስም : ብቻ : ያወሱ : ዘንድ : (አዘዝናቸው) ፤ አምላካችሁም : አንድ : አምላክ : ብቻ : ነው ፤ ለርሱም : ብቻ : ታዘዙ ፤ ለአላህ : ተዋራጆችንም : አብስራቸው ።

35 እነዚያን : አላህ : በተወሳ : ጊዜ : ልቦቻቸው : የሚጨነቁትን : በደረሰባቸውም : (መከራ) : ላይ : ታጋሾችን : ሶላትንም : አስተካክለው : ሰጋጆችን : ከሰጠናቸውም : ሲሳይ : የሚለግሱትን : (አብስር) ።

36 ግመሎችንም : ለናንተ : ከአላህ : ሃይማኖት : ምልክቶች : አደረግናቸው ፤ በርሷ : ለናንተ : መልካም : ጥቅም : አላችሁ ፤ በርሷም : ላይ : (ስታርዲት) : በሦስት : እግሮችዋ : ቆማ : የተሰለፈች : ጅና : የአላህን : ስም : አውሱ ፤ ጎኖቻቸውም : በወደቁ : ጊዜ : ከርሷ : ብሉ ፤ ለማኝንም : ለልመና : የሚያገዳድምንም : አብሉ ፤ እንደዚሁ : ታመሰግኑ : ዘንድ : ለናንተ : ገራናት ።

37 አላህን : ስጋዎቿም : ደዋቸውም : ፈጽሞ : አይደርሰውም ፤ ግን : ከናንተ : የጥንቅቅ : ፍራቻ : ይደርሰዋል ፤ እንደዚሁ : አላህን : በመራችሁ : ላይ : ልታከብሩት : ለናንተ : ገራት ፤ በጎ : ሠሪዎችንም : አብስር ።

38 አላህ : ከነዚያ : ካሙኑት : ላይ : ይከላከልላቸዋል ፤ አላህ : ከዳተኛን : ውለታቢስን : ሁሉ : አይወድም ።

39 ለነዚያ : ለሚገደሉት : (ምእመናን) : እነርሱ : የተበደሉ : በመሾናቸው : (መጋደል) : ተፈቀደላቸው ፤ አላህም : እነርሱን : በመርዳት : ላይ : በእርግጥ : ቻይ : ነው ።

40 ለነዚያ : ጌታችን : አላህ : ነው : ከማለታቸው : በስተቀር : ያለ : አግባብ : ከአገራቸው : የተባረሩ : ለጥንት : (ተፈቀደ) ፤ አላህ : ሰዎችን : ከፈላቸውን : በከፊሉ : መገፍተሩ : ባልነበረ : ኖሮ : ገዳማት : ቤተ : ክርስቲያኖችም : ምክራቦችም : (1) በውስጣቸው : የአላህ : ስም : በብዛት : የሚወሳባቸው : መስጊዶችም ፤ በተፈረሱ : ነበር ፤ አላህም : ሃይማኖቱን : የሚረዳውን : ሰው : በእርግጥ : ይረዳዋል ፤ አላህ : ብርቱ : አሸናፊ : ነውና ።

41 (እነርሱም) : እነዚያ : በምድር : ላይ : ብናስመቻቸው : ሶላትን : እንደሚገባ : የሚያስተካክሉ : ዘካንም : የሚሰጡ : በደግ : ነገርም : የሚያዝዙ : ከመጥፎ : ነገርም : የሚከለክሉ : ናቸው ፤ የነገሮቹም : ሁሉ : መጨረሻ : ወደ : አላህ : ነው ።

1 ወደ : መካ : የሚነዱትን : መሥዋዕት ።

1 የይሁዶች : ቤተ : ጸሎት ።

42 ቢያስተባብሱም : ከነሱ : በፊት : የኑሕ : ሕዝቦች : ዓድና : ሠሙድም : በእርግጥ : አስተባብለዋል ፤

43 የኢብራሂምም : ሕዝቦች : የሉጥም : ሕዝቦች : (አስተባብለዋል) ፤

44 የመድየንም : ሰዎች : (አስተባብለዋል) ፤ ሙሳም : ተስተባብሏል ፤ ለከሓዲዎቹም : ጊዜ : ሰጠኋቸው ፤ ከዚያም : ያዝኩዋቸው ፤ ጥላቻየም : እንዴት : ነበረ ፤

45 ከከተማም : እርሷ : በደለኛ : ጅና : ያጠፋናትና : እርሷ : በጣሪ ያዎችዋ : ላይ : ወዳቂ : የጥንቅቅ : ብዙ : ናት ፤ ከተራቆተቸው : የውሃ : ጉድጓድ : ከተገነባም : ሕንጻ : (ያጠፋነው : ብዙ : ነው) ።

46 ለነርሱም : በነርሱ : የሚያውቁባቸው : ልቦች : ወይም : በነርሱ : የሚሰሙባቸው : ጆሮዎች : ይኖሩዋቸው : ዘንድ : በምድር : ላይ : አይኼዱምን ? እነሆ : ዓይኖች : አይታወሩም : ግን : እነዚያ : በደረቶች : ውስጥ : ያሉት : ልቦች : ይታወራሉ ።

47 አላህም : ቀጠሮውን : በፍጹም : የማይጥስ : ሲሾን : በቅጣት : ያቻኩሉሃል ፤ እጌታህም : ዘንድ : እንዲ : ቀን : ከምትቆጥሩት : (ቀን) : እንደ : ሺሕ : ዓመት : ነው ።

48 ከከተማ : እርሷ : በዳይ : ጅና : ለርሷ : ጊዜ : የሰጠኋትና : ከዚያም : የያዝኳት : ብዙ : ናት ፤ መመለሻም : ወደኔ : ብቻ : ነው ።

49 —አላንታ : ሰዎች : ሆይ ! እኔ : ለናንተ : ግልጽ : አስጠንቃቂ : ብቻ : ነኝ : በላቸው ።

50 እነዚያም : ያመኑ : መልካም : ሥራዎችንም : የሠሩ : ለነርሱ : ምሕረትና : የማረ : ሲሳይ : ኔላቸው ።

51 እነዚያም : የሚያመልጡ : መስጊቶቻቸው : ታምራቶቻችንን : በመንቀፍ : የተጉ : እነሱ : የእሳት : ጓዶች : ናቸው ።

52 ከመልክተኛና : ከነቢይም : ከአንተ : በፊት : አንድንም : አልላክንም : ባነበበ(ና : ዝም : ባለ) : ጊዜ : ሰይጣን : በንባቡ : ላይ : (ማጥመሚያን : ቃል) : የሚጥል : ቢሾን : እንጅ ፤ ወዲያውም : አላህ : ሰይጣን : የሚጥለውን : ያስወግዳል ፤ ከዚያም : አላህ : አንቀጾቹን : ያጠነክራል ፤ አላህም : ዐዋቂ : ጥበብና : ነው ።

53 ሰይጣን : የሚጥለውን : ነገር : ለነዚያ : በልቦቻቸው : ውስጥ : በሺታ : ላለባቸው : ልቦቻቸውም : ደረቆች : ለጥንት : ፈተና : ሊያደርግ : (ይጥላል) ፤ በዳዮችም : ከውነት : በራቀ : ጭቅጭቅ : ውስጥ : ናቸው ።

54 እነዚያም : ዕውቀትን : የተሰጡት : እርሱ : (ቁርአን) : ከጌታህ : የጥንቅቅ : እውነት : መሾንን : እንዲያውቁና : በርሱ : እንዲያምኑ : ልቦቻቸውም : ለርሱ : እንዲረኩ : (ያጠነክራል) ፤ አላህም : እነዚያን : ያመኑትን : ወደ : ቀጥተኛው : መንገድ : በእርግጥ : መሪ : ነው ።

55 እነዚያም : የካዱት : ሰዎች : ሰዓቲቱ : በድንገት : እስከምትመጣባቸው ።

ቸው ፡ ወይም ፡ (ከደግ ፡ ነገር) ፡ መካን ፡ የኾነው ፡ ቀን ፡ ቅጣት ፡ እስከሚመጣባቸው ፡ ድረስ ፡ ከርሱ ፡ (ከቁርአን) ፡ በመጠራጠር ውስጥ ፡ ከመኾን ፡ አይወገዱም ።

56 በዚያ ፡ ቀን ፡ ንግሥናው ፡ የአላህ ፡ ብቻ ፡ ነው ፡ በመካከላቸው ፡ ይፈርዳል ፤ እነዚያም ፡ ያመኑት ፡ መልካም ፡ ሥራዎችንም ፡ የሠሩት ፡ በመደሰቻ ፡ ገንቶች ፡ ውስጥ ፡ ናቸው ።

57 እነዚያም ፡ የካዱት ፡ በአንቀጾቻችንም ፡ ያስተባበሉት ፡ እነዚያ ፡ ለነርሱ ፡ አዋራጅ ፡ ቅጣት ፡ አላቸው፤

58 እነዚያም ፡ በአላህ ፡ ሃይማኖት ፡ የተሰደዱ ፡ ከዚያም ፡ የተገደሉ ፡ ወይም ፡ የሞቱ ፡ አላህ ፡ መልካምን ፡ ሲሳይ ፡ በእርግጥ ፡ ይሰጣቸዋል ፡ አላህም ፡ እርሱ ፡ ከሰጪዎች ፡ ሁሉ ፡ በላጭ ፡ ነው ።

59 የሚወዱትን ፡ መግቢያ ፡ (ገነትን) ፡ በእርግጥ ፡ ያገባቸዋል ፤ አላህም ፡ በእርግጥ ፡ ዐዋቂ ፡ ታጋሽ ፡ ነው ።

60 (ነገሩ) ፡ ይህ ፡ ነው ፡ በሱ ፡ በተበደለበትም ፡ ብጤ ፡ የተበቀለ ፡ ሰው ፡ ከዚያም ፡ በርሱ ፡ ላይ ፡ ግፍ ፡ የተዋለበት ፡ አላህ ፡ በእርግጥ ፡ ይረዳዋል ፤ አላህ ፡ ይቅር ፡ ባይ ፡ መሐሪ ፡ ነውና ፤

61 ይህ ፡ አላህ ፡ ሌሊትን ፡ በቀን ፡ ውስጥ ፡ የሚያስገባ ፡ ቀንንም ፡ በሌሊት ፡ ውስጥ ፡ የሚያስገባ ፡ (ቻይ) ፡ አላህም ፡ ሰሚ ፡ ተመልካች ፡ በመኾኑ ፡ ነው ።

62 ይህ ፡ አላህ ፡ እርሱ ፡ እውነት ፡ በመኾኑ ፡ ከርሱም ፡ ሌላ ፡ የሚገዙት ፡ ነገር ፡ እርሱ ፡ ፍጹም ፡

ውሸት ፡ በመኾኑ ፡ አላህም ፡ እርሱ ፡ የሁሉ ፡ በላይ ፡ ታላቅ ፡ በመኾኑ ፡ ነው ።

63 አላህ ፡ ከሰማይ ፡ ውሃን ፡ ማውረዱንና ፡ ምድር ፡ የምትለመልም ፡ መኾኗን ፡ አታይምን ? አላህ ፡ ርኅሩኅ ፡ ውስጠ ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ።

64 በሰማያት ፡ ውስጥ ፡ ያለውና ፡ በምድር ፡ ውስጥ ፡ ያለው ፡ ሁሉ ፡ የርሱ ፡ ብቻ ፡ ነው ፤ አላህም ፡ እርሱ ፡ ተብቃቂው ፡ ምስጉኑ ፡ ነው ።

65 አላህ ፡ በምድር ፡ ውስጥ ፡ ያለን ፡ ሁሉ ፡ ለናንተ ፡ የገራላችሁ ፡ መርከቦችንም ፡ በባሕር ፡ ውስጥ ፡ በፈቃዱ ፡ የሚንሻለሉ ፡ ሲኾኑ ፡ (የገራላችሁ) ፡ መኾኑን ፡ ሰማይንም ፡ በፈቃዱ ፡ ካልኾነ ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ እንዳትወድቅ ፡ የሚይዛት ፡ መኾኑን ፡ አላየህምን ? አላህ ፡ ለሰዎች ፡ በእርግጥ ፡ ርኅሩኅ ፡ አዛኝ ፡ ነው ።

66 እርሱም ፡ ያ ፡ ሕያው ፡ ያደረጋችሁ ፡ ነው ፤ ከዚያም ፡ ይገድላችኋል ፤ ከዚያም ፡ ሕያው ፡ ያደርጋችኋል ፤ ሰው ፡ በእርግጥ ፡ በጣም ፡ ከሐዲ ፡ ነው ።

67 ለየሕዝቡ ፡ ሁሉ ፡ እነሱ ፡ የሚሠሩበት ፡ የኾነን ፡ ሥርዓተ ፡ ሃይማኖት ፡ አድርገናል ፤ ስለዚህ ፡ በነገሩ ፡ አይከራከሩህ ፤ ወደ ፡ ጌታህ ፡ መንገድም ፡ ጥራ ፤ አንተ ፡ በእርግጥ ፡ በቅኑ ፡ መንገድ ፡ ላይ ፡ ነህና ።

68 ቢከራከሩህም ፡ አላህ ፡ የምትሠሩትን ፡ ሁሉ ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ፡ በላቸው ።

69 አላህ ፡ በትንሣኤ ፡ ቀን ፡ በዚያ ፡ በርሱ ፡ ትለያዩበት ፡ በነበራች

ሁት ፡ ሁሉ ፡ በመካከላችሁ ይፈርዳል ።

70 አላህ ፡ በሰማይና ፡ በምድር ፡ ውስጥ ፡ ያለን ፡ ሁሉ ፡ በእርግጥ ፡ የሚያውቅ ፡ መኾኑን ፡ አታውቅምን ? ይህ ፡ በመጽሐፍ ፡ ውስጥ ፡ (የተመዘገበ) ፡ ነው ፤ ይህ ፡ በአላህ ፡ ላይ ፡ ገር ፡ ነው ።

71 ከአላህ ፡ ሌላም ፡ በርሱ ፡ ማስረጃን ፡ ያላወረደበትን ፡ ለነርሱም ፡ በርሱ ፡ ዕውቀት ፡ የሌላቸውን ፡ ነገር ፡ ይግገዛሉ ፤ ለበዳዮችም ፡ ምንም ፡ ረዳት ፡ የላቸውም ።

72 አንቀጾቻችንም ፡ የተብራሩ ፡ ኾነው ፡ በነሱ ፡ ላይ ፡ በሚነበቡ ፡ ጊዜ ፡ በነዚያ ፡ በካዱት ፡ ሰዎች ፡ ፊቶች ፡ ላይ ፡ ጥላቻን ፡ ታውቃለህ ፤ በነዚያ ፡ በነሱ ፡ ላይ ፡ አንቀጾቻችንን ፡ በሚያነቡት ፡ ላይ ፡ በጎይል ፡ ሊዘልቡባቸው ፡ ይቃረባሉ ፤ ከዚህም ፡ ይልቅ ፡ የከፋን ፡ ነገር ፡ ልንገራችሁን ? በላቸው ፤ (እርሱም) ፡ እሳት ፡ ናት ፤ አላህ ፡ ለነዚያ ፡ ለካዱት ፡ ሰዎች ፡ ቀጥሯታል ፤ ምን ፡ ትከፋም ፡ መመለሻ!

73 እላንተ ፡ ሰዎች ፡ ሆይ ! አስደናቂ ፡ ምሳሌ ፡ ተገለጸላችሁ ፤ ለርሱም ፡ አድምጡት ፤ እነዚያ ፡ ከአላህ ፡ ሌላ ፡ የምትግገዟቸው ፡ (ጣዖታት) ፡ ዝምብን ፡ ፈጽሞ ፡ አይፈጥሩም ፤ ለርሱ ፡ (ለመፍጠር) ፡ ቢሰበሰቡም ፡ እንኳ ፡ (አይችሉም) ፤ አንዳችንም ፡ ነገር ፡ ዝንቡ ፡ ቢነጥቃቸው ፡ ከርሱ ፡ አያስጥሉትም ፤ ፈላጊውም ፡ ተፈላጊውም ፡ ደከመ ። (1) ፤

74 አላህን ፡ ተገቢ ፡ ክብሩን ፡ አላከበሩትም ፤ አላህ ፡ በጣም ፡ ጎያል ፡ አሸናፊ ፡ ነው ።


75 አላህ ፡ ከመላእክት ፡ ውስጥ ፡ መልክተኞችን ፡ ይመርጣል ፤ ከሰዎችም ፡ (እንደዚሁ) ፤ አላህ ፡ ሰሚ ፡ ተመልካች ፡ ነው ።

76 በስተፊታቸው ፡ ያለን ፡ በስተኋላቸውም ፡ ያለን ፡ ሁሉ ፡ ያውቃል ፤ ወደ ፡ አላህም ፡ ነገሮች ፡ ሁሉ ፡ ይመለሳሉ ።

77 እላንተ ፡ ያመናችሁ ፡ ሰዎች ፡ ሆይ ! (በሰማይታችሁ) ፡ አጉንብሱ ፡ በግንባራችሁም ፡ ተደፉ ፤ ጌታችሁንም ፡ ተገዙ ፤ በጎንም ፡ ነገር ፡ ሥሩ ፤ ልትድኑ ፡ ይከጀልላችኋልና ።

78 በአላህም ፡ ሃይማኖት ፡ ተገቢውን ትግል ፡ ታገሉ ፤ እርሱ ፡ መርጧችኋል ፤ በናንተም ፡ ላይ ፡ በሃይማኖቱ ፡ ውስጥ ፡ ምንም ፡ ችግር ፡ አላደረገባችሁም ፤ የአባታችሁን ፡ የአብራሂምን ፡ ሃይማኖት ፡ ተከተሉ ፤ እርሱ ፡ ከዚህ ፡ በፊት ፡ መሰለሞች ፡ ብሎ ፡ ሰይሟችኋል ፡ በዚህም ፡ (ቁርአን) ፤ መልክተኛው ፡ በናንተ ፡ ላይ ፡ መስካሪ ፡ እንዲኾን ፡ እናንተም ፡ በሰዎቹ ፡ ላይ ፡ መስካሪዎች ፡ እንድትኾኑ ፡ (መሰለሞች ፡ ብሎ ፡ ሰይሟችኋል) ፤ ሰላትንም ፡ አስተካክላችሁ ፡ ስገዱ ፡ ዘካንም ፡ ስጡ ፤ በአላህም ፡ ተጠበቁ ፤ እርሱ ፡ ረዳታችሁ ፡ ነው ፤ (እርሱ) ፡ ምን ፡ ያምር ፡ ጠባቂ! ምን ፡ ያምርም ፡ ረዳት!

1 ገዢውም ፡ ተገዢውም ፡ ደካሞች ፡ ናቸው።



በአላህ ፡ ስም ፡ እጅግ ፡ በጣም ፡
 ርኅሩህ ፡ በጣም ፡ አዛኝ ፡ በሆነው ።

1 ምእምናን ፡ ፍላጎታቸውን ፡ ሁሉ በእርግጥ ፡ አገኙ ፡ (ዳኑ) ።

2 እነዚያ ፡ እነሱ ፡ በሰጣደቶቻቸው ፡ ውስጥ ፡ (አላህን) ፡ ፈሪዎች ፤

3 እነዚያም ፡ እነሱ ፡ ከውድቅ ፡ ንግግር ፡ ራቂዎች ፤

4 እነዚያም ፡ እነሱ ፡ ዘካን ፡ ሰጭዎች ፤

5 እነዚያም ፡ እነሱ ፡ ብልቶቻቸውን ጠባቂዎች ፡ የኾኑት ፡ (አገኙ) ።

6 በሚስቶቻቸው ፡ ወይም ፡ እጆቻቸው ፡ በያዟቸው ፡ (ባሪያዎች) ፡ ላይ ፡ ሲቀር ፡ እነሱ ፡ (በነዚህ) ፡ የማይወቀሱ ፡ ናቸውና ።

7 ከዚህም ፡ ወዲያ ፡ የፈለጉ ፡ ሰዎች ፡ እነዚያ ፡ እነሱ ፡ ወሰን ፡ አላፈዎች ፡ ናቸው ።

8 እነዚያም ፡ እነሱ ፡ ለአደራዎቻቸውና ፡ ለቃል ፡ ኪዳናቸው ፡ ጠባቂዎች ፤

9 እነዚያም ፡ እነሱ ፡ በሰጣደቶቻቸው ፡ ላይ ፡ የሚጠባበቁ ፤ የኾኑት ፡ (አገኙ) ፤

10 እነዚያ ፡ ወራሾቹ ፡ እነርሱ ፡ ናቸው ፤

11 እነዚያ ፡ ፈርደውሰን ፡ (ላዕላይ ፡ ገነትን) ፤ የሚወርሱ ፡ ናቸው ፤

እነሱ ፡ በርሷ ፡ ውስጥ ፡ ዘውታሪዎች ፡ ናቸው ።

12 በእርግጥም ፡ ሰውን ፡ ከነጠረ ፡ ጭቃ ፡ ፈጠርነው ።

13 ከዚያም ፡ በተጠበቀ ፡ መርጊያ ፡ ውስጥ ፡ የፍቶት ፡ ጠብታ ፡ አደረገነው ።

14 ከዚያም ፡ ጠብታዋን ፡ (በአርባ ፡ ቀን) ፡ የረጋ ፡ ደም ፡ አድርገን ፡ ፈጠርን ፤ የረጋውንም ፡ ደም ፡ ቁራጭ ፡ ሥጋ ፡ አድርገን ፡ ፈጠርን ፤ ቁራጭዋንም ፡ ሥጋ ፡ አጥንቶች ፡ አድርገን ፡ ፈጠርን ፤ አጥንቶቹንም ፡ ሥጋን ፡ አለበስናቸው ፤ ከዚያም ፡ (ነፍሱን ፡ በመዝራት) ፡ ሌላ ፡ ፍጥረትን ፡ አድርገን ፡ አስገኘነው ፤ ከሰዓሊዎችም ፡ ሁሉ ፡ በላጭ ፡ የኾነው ፡ አላህ ፡ ላቀ ።

15 ከዚያም ፡ እናንተ ፡ ከዚህ ፡ በኋላ ፡ በእርግጥ ፡ ሚሾች ፡ ናችሁ ።

16 ከዚያም ፡ እናንተ ፡ በትንሣኤ ፡ ቀን ፡ ትቀሰቀሳላችሁ ።

17 በእርግጥም ፡ ከበላዮችሁ ፡ ሰባትን ፡ ሰማያት ፡ ፈጠርን ፤ ከፍጥረቶቹም ፡ ዘንጊዎች ፡ አይደለንም ።

18 ከሰማይም ፡ ውሃን ፡ በልክ ፡ አወረድን ፤ በምድርም ፡ ውስጥ ፡ አስቀመጥነው ፤ እኛም ፡ እርሱን ፡ በማስወገድ ፡ ላይ ፡ በእርግጥ ፡ ቻዮች ፡ ነን ።

19 በርሱም ፡ ከዘምባባዎችና ፡ ከወይናች ፡ የኾኑን ፡ አትክልቶች ፡ ለናንተ ፡ አስገኘንላችሁ ፤ በውስጧ ፡ ለናንተ ፡ ብዙ ፡ ፍራፍሬዎች ፡ አሏችሁ ፤ ከርሷም ፡ ትበላላችሁ ።

20 ከሲና ፡ ተራራም ፡ የምትወጣን ፡ ዛፍ ፡ በቅባትና ፡ ለበይዎችም ፡ መባያ ፡ በሚኾን ፡ (ዘይት) ፡ ተቀላቅላ ፡ የምትበቅልን ፡ (አስገኘንላችሁ) ።

21 ለናንተም ፡ በግመል ፡ በከብት ፡ በፍየልና ፡ በበግ ፡ መገምገሚያ ፡ አላችሁ ፤ በሆዶችዎ ፡ ውስጥ ፡ ካለው ፡ (ወተት) ፡ እናጠጣችኋለን ፤ ለናንተም ፡ በርሷ ፡ ብዙ ፡ ጥቅሞች ፡ አሏችሁ ፤ ከርሷም ፡ ትበላላችሁ ።

22 በርሷም ፡ ላይ ፡ በመርከብም ፡ ላይ ፡ ትጫናላችሁ ።

23 ኑሕንም ፡ ወደ ፡ ሕዝቦቹ ፡ በእርግጥ ፡ ላክነው ፤ ወዲያውም ፡— ሕዝቦቹ ፡ ሆይ ! አላህን ፡ ተገዙ ፤ ከርሱ ፡ ሌላ ፡ ምንም ፡ አምላክ ፡ የላችሁም ፤ አትጠነቀቁምን ? አላችሁ ።

24 ከሕዝቦቹም ፡ እነዚያ ፡ ታላላቆቹ ፡ ሰዎች ፡ አሉ ፡— ይህ ፡ ብጤያችሁ ፡ ሰው ፡ እንጅ ፡ ሌላ ፡ አይደለም ፤ በናንተ ፡ ላይ ፡ መብለጥን ፡ ይፈልጋል ፤ አላህም ፡ በሻ ፡ ኖሮ ፡ መላእክትን ፡ ባወረደ ፡ ነበር ፤ ይህንንም ፡ (የሚለውን) ፡ በመጀመሪያዎቹ ፡ አባቶቻችን ፡ አልሰማንም ።

25 እርሱ ፡ በርሱ ፡ ዕብደት ፡ ያለበት ፡ ሰው ፡ እንጅ ፡ ሌላ ፡ አይደለም ፤ በርሱም ፡ እስከ ፡ ጊዜ ፡ (ሞቱ) ፡ ድረስ ፡ ተጠባበቁ ፡ (አሉ) ።

26 (ኑሕም) ፡— ጌታዬ ፡ ሆይ ! ባስተባበሉኝ ፡ ምክንያት ፡ እርዳኝ ፡ አለ ።

27 ወደርሱም ፡ (እንዲህ ፡ ስንል) ፡ ላክን ፡— በተመልካችነታችንና ፡ በትእዛዛችን ፡ ታንኳን ፡ ሥራ ፤ ትእዛዛችንም ፡ በመጣና ፡ እቶኑ ፡ በፈለቀ ፡ ጊዜ ፡ በውስጧ ፡ ከሁሉም ፡ ሁለት ፡ ዓይነቶችን ፡ ቤተሰቦችህንም ፡ ከነሱ ፡ (ጠፊ ፡ በመኾን) ፡ ቃል ፡ ያለፈበት ፡ ብቻ ፡ ሲቀር ፤ አግባብ ፤ በነዚያም ፡ በበደሉት ፡ ሰዎች ፡ ነገር ፡ አታነጋግረኝ ፤ እነሱ ፡ ተሰጣሚዎች ፡ ናቸውና ።

28 አንተም ፡ አብረውህ ፡ ካሉት ፡ ጋር ፡ በታንኳይቱ ፡ ላይ ፡ በተደላደልክ ፡ ጊዜ ፡ ምስጋና ፡ ለዚያ ፡ ከበደለኞች ፡ ሕዝቦች ፡ ላዳነን ፡ አላህ ፡ ይገባው ፡ በል ።

29 በልም ፡— ጌታዬ ፡ ሆይ ! ብሩክ ፡ የኾነን ፡ ማውረድ ፡ አውርደኝ ፤ አንተም ፡ ከአውራጃች ፡ ሁሉ ፡ በላጭ ፡ ነህ ።

30 በዚህ ፡ ውስጥ ፡ (ለከሃሊነታችን) ፡ ምልክቶች ፡ አሉበት ፤ እነሆ ! (የኑሕን ፡ ሰዎች) ፡ በእርግጥም ፡ ፈትታኞች ፡ ነበርን ።

31 ከዚያም ፡ ከኋላቸው ፡ ሌሎችን ፡ የክፍለ ፡ ዘመን ፡ ሕዝቦች ፡ አስገኘን ።

32 በውስጣቸውም ፡ ከነሱ ፡ የኾነን ፡ መልክተኛ ፡ አላህን ፡ ተገዙ ፡ ከርሱ ፡ ሌላ ፡ አምላክ ፡ የላችሁም ፡ አትጠነቀቁምን ? በማለት ፡ ላክን ፤

33 ከሕዝቦቹም ፡ እነዚያ ፡ የካዱት ፡ በመጨረሻይቱም ፡ ቀን ፡ መገናኘት ፡ ያስተባበሉት ፡ በቅርቢ

ቲም : ሕይወት : ያቀማጠልና ቸው : ታላላቅ : ሰዎች :— ይህ : ብጤያችሁ : ሰው : እንጂ : ሌላ : አይደለም ፤ ከርሱ : ከምትበሉት : ምግብ : ይበላል ፤ ከምትጠጡትም : ውሃ : ይጠጣል : አሉ ።

34 ብጤያችሁም : የኾነን : ሰው : ብትታዘዙ : እናንተ : ያን : ጊዜ : በእርግጥ : የተሞኛችሁ : ናችሁ ፤ (አሉ) ።

35 እናንተ : በሞታችሁና : ዐፈርና : አጥንቶችም : በኾናችሁ : ጊዜ : እናንተ : (ከመቃብር) : ትውወጣላችሁ : በማለት : ያስፈራራችኋልን ?

36 ያ : የምትስፈራሩበት : ነገር : ራቀ ፤ በጣም : ራቀ ።

37 እርሷ : (ሕይወት) : ቅርቤቱ : ሕይወታችን : እንጂ : ሌላ : አይደለችም ፤ እንሞታለን ፤ (ልጆቻችን : ስለሚተኩ) : ሕያውም : እንኾናለን ፤ እኛም : ተቀስቃሾች : አይደለንም ።

38 እርሱ : በአላህ : ላይ : ውሸትን : የቀጠፈ : ሰው : እንጂ : ሌላ : አይደለም ፤ እኛም : ለርሱ : አማኞች : አይደለንም ፤ (አሉ) ።

39 (መልክተኛውም) : ጌታዬ : ሆይ ! ስላስተባበሉኝ : እርዳኝ ፤ አለ ።

40 (አላህም) : ከጥቂት : ጊዜ : በኋላ : (በጥፋታቸው) : በእርግጥ : ተጸጸኞች : ይኾናሉ : አለው ።

41 ወዲያውም : (የጥፋት) : ጩኸቲቱ : በውነት : ያዘቻቸው ፤ እንደ : ጎርፍ : ግብሰባሽም : አደረግናቸው ፤ ለበደለኞች : ሕዝቦችም : (ከእዝነት) : መራቅ : ተገባቸው ።

42 ከዚያም : ከነሱ : በኋላ : ሌሎችን : የክፍለ : ዘመናት : ሕዝቦች : አስገኘን ።

43 ማንኛይቱም : ሕዝብ : ጊዜያዊን : አትቀድምም ፤ አይቅቆዩምም ።

44 ከዚያም : መልክተኞቻችንን : የሚከታተሉ : ኾነው : ላክን ፤ ማንኛይቱንም : ሕዝብ : መልክተኛዎ : በመጣላት : ቊጥር : አስተባበሉት : ከፈላቸውንም : በከፊሉ : (በጥፋት) : አስከታተልን ፤ ወራዎችም : አደረግናቸው ፤ ለማያምኑም : ሕዝቦች : (ከእዝነታችን) : መራቅ : ተገባቸው ።

45 ከዚያም : ሙሳንና : ወንድሙን : ሃሩንን : በታምራታችንና : በግልጽ : አስረጅ : ላክን ።

46 ወደ : ፈርዖንና : ወደ : ጭፍሮቹ : (ላክናቸው) ፤ ኮሩም ፤ የተንበጣረሩ : ሕዝቦችም : ነበሩ ።

47 ብጤያችንም : ለኾኑ : ሁለት : ሰዎች : ሕዝቦቻቸው : ለኛ : ተገገርዎች : ኾነው : ሳሉ : እናምናለን ? አሉ ።

48 አስተባበሉዎቸውም ፤ ከጠፊዎቹም : ኾኑ ።

49 ሙሳንም : (ነገዶቹ) : ይምመሩ : ዘንድ : መጽሐፍን : በእርግጥ : ሰጠነው ።

50 የመርየምን : ልጅና : እናቱንም : ታምር : አደረግናቸው ፤ የመደላደልና : የምንጭ : ባለቤት : ወደ : ኾነች : ከፍተኛ : ስፍራም : አስጠጋናቸው ።

51 እላንተ : መልክተኞች : ሆይ ! ከተፈቀዱት : ምግቦች : ብሉ ፤ በኃ : ሥራንም : ሥሩ ፤ እኔ : የምትሠሩትን : ሁሉ : ዐዋቂ : ነኝ ።

52 ይህችም : (በአንድ : አምላክ : የማመን : ሕግጋት) : አንድ : መንገድ : ስትኾን : ሃይማኖታችሁ : ናት ፤ እኔም : ጌታችሁ : ነኝና : ፍሩኝ ፤

53 (ከዚያ : ተከታዮቻቸው) : የሃይማኖት : ነገራቸውንም : በመካከላቸው : ክፍልፍሎች : አድርገው : ቆራረጡ ፤ ሕዝብ : ሁሉ : እነሱ : ዘንድ : ባለው : ሃይማኖት : ተደሳኞች : ናቸው ፤

54 እስከ : ጊዜያቸውም : ድረስ : በጥመታቸው : ውስጥ : ተዋቸው ።

55 ከገንዘብና : ከልጆች : በርሱ : የምንጨምርላቸውን : ያስባሉን ?

56 በበኃ : ነገሮች : የምንቻኮልላቸው : መኾንን : (ያስባሉን ?) አይደለም ፤ (ለማዘንጋት : መኾኑን) : አያውቁም ።

57 እነዚያ : እነሱ : ጌታቸውን : ከመፍራት : የተነሳ : ተጨናቂዎች : የኾኑት ፤

58 እነዚያም : እነሱ : በጌታቸው : ታምራቶች : የሚያምኑት ፤

59 እነዚያም : እነሱ : በጌታቸው : (ጣዖትን) : የማያጋሩት ፤

60 እነዚያም : የሚሰጡትን : ነገር : እነርሱ : ወደ : ጌታቸው : ተመላሾች : መኾናቸውን : ልቦቻቸው : የሚፈሩ : ኾነው : የሚሰጡት ።

61 እነዚያ : በመልካም : ሥራዎች : ይጣደፋሉ ፤ እነሱም : ለርሷ : ቀዳሚዎች : ናቸው ።

62 ማንኛይቱንም : ነፍስ : ችሎታዋን : እንጂ : አናስገድዳትም ፤ እኛም : ዘንድ : በውነት : የሚናገር : መጽሐፍ : አልለ ፤ እነሱም : አይበደሉም ።

63 በውነቱ : (ከሐዲዎች) : ልቦቻቸው : ከዚህ : (መጽሐፍ) : በዝንጋቱ : ውስጥ : ናቸው ፤ ለነርሱም : ከዚህ : ሌላ : እነሱ : ለርሷ : ሠሪዎችዋ : የኾኑ : (መጥፎ) : ሥራዎች : አሏቸው ።

64 ቅምጥሎቻቸውንም : በቅጣት : በያዝናቸው : ጊዜ : ወዲያውኑ : እነሱ : ይወተውታሉ ።

65 —ዛሬ : አትወትውቱ ፤ እናንተ : ከኛ : ዘንድ : አትረዱም ።

66 አንቀጾቹ : በናንተ : ላይ : በእርግጥ : ይነበቡላችሁ : ነበር ፤ በተረከዘቻችሁም : ላይ : ወደ : ኋላችሁ : ትመለሱ : ነበራችሁ ።

67 በርሱ : (በክልሉ : ቤት) : ኩሩዎች : ሌሊት : ተጫዋቾች : (ቁርአንንም) : የምትተው : ኾናችሁ : (ትመለሱ : ነበራችሁ : ይባላሉ) ።

68 (የቁርአንን) : ንግግሩንም : አያስተነትኑም? ወይስ : ለመጀመሪያዎቹ : አባቶቻቸው : ያልመጣ : ነገር : መጣባቸውን?

69 ወይስ : መልክተኛቸውን : አላወቁም? ስለዚህ : እነርሱ : ለርሱ : ከሐዲዎች : ናቸውን?

70 ወይስ : በርሱ : ዕብደት : አለበት : ይላሉ? አይደለም ፤ እውነትን : ይዞ : መጣላቸው ፤ ለብዛኞቻቸውም : እውነትን : ጠይዎች : ናቸው ።

71 አላህም : ዝንባሌዎቻቸውን : በተከተለ : ኖሮ : ሰማያትና : ምድር : በውስጣቸውም : ያለው : ሁሉ : በእርግጥ : በተባላሽ : ነበር ፤ ይልቁንም : ከብራቸው : ያለበትን : ቁርአን : አመጣንላቸው ፤ እነሱም : ከክብራቸው : ዘንጊዎች : ናቸው ።

72 ወይስ : ግብርን : ትጠይቃቸዋለህን? የጌታህም : ችግርታ : በላጭ ነው ፤ እርሱም : ከሰጪዎች : ሁሉ : በላጭ : ነው ።

73 አንተም : ወደ : ቀጥተኛው : መንገድ : በእርግጥ : ትጠራቸዋለህ ።

74 እነዚያም : በመጨረሻይቱ : ዓለም : የማያምኑት : ከትክክለኛው : መንገድ : ተዘንባዮች : ናቸው ።

75 ባዘንንላቸውና : ከጉዳትም : በነርሱ : ያለውን : ባነሳንላቸው : ኖሮ : በጥመታቸው : ውስጥ : የሚዋልሉ : ኾነው : ይዘወትሩ : ነበር ።

76 በእርግጥም : በቅጣት : ያዘናቸው ታዲያ : ለጌታቸው : አልተናነሱም ፤ አይዋደቁምም ።

77 በነሱም : ላይ : የብርቱ : ቅጣት : ባለቤት : የኾነ : ደጃፍን : በከፈትን ባቸው : ጊዜ : እነሱ : ያን : ጊዜ : በርሱ : ተስፋ : ቆራጮች : ናቸው ።

78 እርሱም : ያ : መስሚያዎችንና : ማያዎችን : ልቦችንም : ለናንተ : የፈጠረላችሁ : ነው ፤ ጥቂትን : እንጅ : አታመሰግኑም ።

79 እርሱም : ያ : በምድር : ውስጥ : የበተናችሁ : ነው ፤ ወደርሱም : ትሰበሰባላችሁ ።

80 እርሱም : ያ : ሕያው : የሚያደርግ : የሚገድልም : ነው ፤ የሌሊትና : የቀን : መተካካትም : የርሱ : ነው ፤ አታውቁምን?

81 ይልቁንም : (የመካ : ከተዲዎች) : የፊተኞቹ : ሕዝቦች : እንዳሉት : ብጤ : አሉ ።

82 :-በሞትንና : ዐፈርና : አጥንቶች : በኾን : ጊዜ : እኛ : ተቀስቃሾች : ነን? አሉ ።

83 ይህንን : እኛም : ከእኛ : በፊትም : የነበሩት : አባቶቻችን : በእርግጥ : ተቀጥረናል ፤ ይህ : የመጀመሪያዎቹ : ሰዎች : ተረቶች : እንጂ : ሌላ : አይደለም : (አሉ) ።

84 :-ምድርና : በውስጥዋ : ያለው : ሁሉ : የማን : ነው? የምታውቁ : ብትኾኑ : (ንገሩኝ) ፤ በላቸው ።

85 በእርግጥ : የአላህ : ነው : ይሉሃል ፤ ታዲያ : አትገሠዱምን? በላቸው ።

86 :-የሰባቱ : ሰማያት : ጌታና : የታላቁ : ዐርሽ : ጌታ : ማን : ነው? በላቸው ።

87 በእርግጥ : አላህ : ነው : ይሉሃል ፤ እንግዲያ : አትፈሩትምን? በላቸው ።

88 :-የነገሩ : ሁሉ : ግዛት : በእጁ : የኾነ : እርሱ : የሚጠብቅ : በርሱ : ላይ : የማይጠበቅ : ማን : ነው? የምታውቁ : እንደ : ኾናችሁ : (መልሱልኝ) ፤ በላቸው ።

89 በእርግጥ : አላህ : ነው : ይሉሃል ፤ ታዲያ : እንዴት : ትታለላላችሁ? በላቸው ።

90 ይልቁንም : እውነትን : አመጣንላቸው : እነርሱም : (በመካዳቸው) : ውሸታዎች : ናቸው ።

91 አላህ : ምንም : ልጅን : አልያዘም : (አልወለደም) ፤ ከርሱም : ጋር : አንድም : አምላክ : የለም ፤ ያን : ጊዜ : (ሌላ : አምላክ : በነበረ) : አምላክ : ሁሉ : በፈጠረው : ነገር : በተለየ : ነበር ፤ ከፈላቸውም : በከፊሉ : ላይ :

በላቀ : ነበር ፤ አላህ : ከሚመጥኑት : ሁሉ : ጠራ ።

92 ሩቁንና : ቅርቡንም : ሁሉ : ዐዋቂ : ነው ፤ (በርሱ) : ከሚያጋሩትም : ሁሉ : ከፍ : አለ ።

93 (ሙሐመድ : ሆይ !) በል :- ጌታዬ : ሆይ ! የሚስፈራራብትን : (ቅጣት) : ብታሳየኝ ፤

94 ጌታዬ : ሆይ ! በበደለኞች : ሕዝቦች : ውስጥ : አታድርገኝ ።

95 እኛም : የምናስፈራራቸውን : ነገር : ልናሳይህ : በእርግጥ : ቻዮች : ነን ።

96 በዚያች : እርስዋ : መልካም : በኾነችው : (ጠባይ) : መጥፎይቱን : ነገር : ገፍትር ፤ እኛ : የሚሉትን : ሁሉ : ዐዋቂዎች : ነን ።

97 በልም :- ጌታዬ : ሆይ ! ከሰይጣናት : ጉትጉታዎች : በአንተ : እጠበቃለሁ ።

98 ባንተም : ጌታዬ : ሆይ ! (በነገሮቹ) : ወደኔ : ከመጣዳቸው : እጠበቃለሁ ።

99 አንዳቸውንም : ሞት : በመጣበት : ጊዜ : እንዲህ : ይላል :- ጌታዬ : ሆይ ! (ወደ : ምድረ : ዓለም) : መልሱኝ ፤

100 በተውኩት : ነገር : በነን : ሥራ : ልሠራ : እከጅላለሁና ፤ (ይህን : ከማለት) : ይከልከል ፤ እርስዋ : (1) እርሱ : ተናጋሪዋ : የኾነች : ከንቱ : ቃል : ናት ፤ ከስተፊታቸውም : እስከሚቀሰቀሱበት : ቀን : ድረስ : ግርዶ : አለ ።

101 በቀንዱም : በተነፋ : ጊዜ : በዚያ : ቀን : በመካከላቸው : ዝምድና : የለም ፤ አይጠያየቁምም ።

102 ሚዛናቸውም : የከበዱለት : ሰው : እነዚያ : እነሱ : ፍላጎታቸውን : ያገኙ : ናቸው ።

103 ሚዛናቸውም : የቀለሉበት : ሰው : እነዚያ : እነርሱ : ነፍሶቻቸውን : ያከሰሩ : ናቸው ፤ በገህነም : ውስጥ : ዘውታሪዎች : ናቸው ።

104 ፊቶቻቸውን : እሳት : ትገርፋቸዋለች ፤ እነሱም : በርሷ : ውስጥ : ከንፈሮቻቸው : የተኮማተሩ : ናቸው ።

105 አንቀጾቹ : በናንተ : ላይ : የሚነበቡላችሁና : በነርሱ : የምታስተባብሉ : አልነበራችሁምን? (ይባላሉ) ።

106 ይላሉ :- ጌታችን : ሆይ ! በኛ : ላይ : መናጠነታችን : አሸነፈችን ፤ ጠማማዎችም : ሕዝቦች : ነበርን ፤

107 ጌታችን : ሆይ ! ከርሷ : አውጣን ፤ (ወደ : ክሕደት) : ብንመለስም : እኛ : በዳዮች : ነን ።

108 (አላህም) : ወራዶች : ኾናችሁ : በውስጥዋ : እርጉ ፤ አታናግሩኝም ፤ ይላቸዋል ።

109 እነሆ : ከባሮቹ :-ጌታችን : ሆይ ! አምናልና : ማረን ፤ እዘንልንም ፤ አንተም : ከአዛኞች : ሁሉ : ይበልጥ : አዛኝ : ነህ : የሚሉ : ክፍሎች : ነበሩ ።

110 እኔን : ማውሳትን : እስካሰረሷችሁ : ድረስም : ማላገጫ : አድርጋችሁ : ያዛችኋቸው ፤ በነርሱም : የምትስቁ : ነበራችሁ ።

111 እኔ : ዛሬ : በትዕግሥታቸው : ምክንያት : እነሱ : ፍላጎታቸውን : የሚያገኙት : እነርሱ : ብቻ ።

1 ጌታዬ : መልሱኝ : ማለቱ ።

በመኾን : መነዳላቸው ፤ (ይላቸዋል) ።

112 በምድር : ውስጥ : ከዓመታት : ቀጥር : ስንትን : ቆይቶሁ ፤ ይላቸዋል ።

113 አንድ : ቀንን : ወይም : ከፊል : ቀንን : ቆየን ፤ ቆጣሪዎቻችንም : ጠይቅ ፤ ይላሉ ።

114 እናንተ : (የቆይቶሁትን : መጠን) : የምታውቁ : ብትኾኑ : ኖሮ : (በእሳት : ውስጥ : በምትቆዩት : አንጻር) : ጥቂትን : ጊዜ : እንጂ : አልቆይቶሁም : ይላቸዋል ።

115 የፈጠርኖችሁ : ለከንቱ : መኾኑን : እናንተም : ወደኛ : የማትመ


ለሱ : መኾኖችሁን : ጠረጠራችሁን ? (ለከንቱ የፈጠርኖችሁ መሰላችሁን ?)

116 የውነቱም : ንጉሥ : አላህ ፤ ከፍተኛነት : ተገባው ፤ ከርሱ : ሌላ : አምላክ : የለም ፤ የሚያምረው : ዐርሽ : ጌታ : ነው ።

117 ከአላህም : ጋር : ሌላን : አምላክ ፤ ለርሱ : በርሱ : ማስረጃ : የሌለውን : የሚግገዛ : ሰው : ምርመራው : እጌታው : ዘንድ : ብቻ : ነው ፤ እነሆ : ከሐዲዎች : አይድኑም ።

118 በልም :— ጌታዬ : ሆይ ፤ ማር ፤ እዘንም ፤ አንተም : ከአዛኞች : ሁሉ : በላጭ : ነህ ።

ምዕራፍ : 24 : አል-ኑር ። ክፍል : 18 ።



በአላህ ፤ ስም : እጅግ : በጣም ፤ ርኅሩህ ፤ በጣም ፤ አዛኝ ፤ በሆነው ።

1 (ይህች) ፣ ያወረደናትና ፣ የደነገግናት ፣ ምዕራፍ ፣ ናት ፤ በርሷም ፣ ውስጥ ፣ ትገሠጹ ፣ ዘንድ ፣ ግልጾችን ፣ አንቀጾች ፣ አውርደናል ።

2 ዝሙተኛይቱና ፣ ዝሙተኛው ፣ ከሁለቱ ፣ እያንዳንዳቸውን ፣ (ያላገቡ ፣ እንደኾኑ) ፣ መቶ ፣ ግርፋትን ፣ ግረፋቸው ፣ በነርሱም ፣ በአላህ ፣ ፍርድ ፣ ርኅራኄ ፣ አትያዛችሁ ፤ በአላህና ፣ በመጨረሻው ፣ ቀን ፣ የምታምኑ ፣ እንደ ፣ ኾና

ችሁ ፣ (አትራፍ) ፤ ቅጣታቸውንም ፤ ከምእምናን ፣ ጭፍሮች ፣ ይገኙበት ።

3 ዝሙተኛው ፣ ዝሙተኛይቱን ፣ ወይም ፣ አጋሪቱን ፣ እንጂ ፣ አያገባም ፤ ዝሙተኛይቱንም ፣ ዝሙተኛ ፣ ወይም ፣ አጋሪ ፣ እንጂ ፣ አያገባትም ፤ ይህም ፣ በምእምምናን ፣ ላይ ፣ ተከልክሏል ።

4 እነዚያም ፣ ጥብቆችን ፣ ሲቶች ፣ (በዝሙት) ፣ የሚሰድቡ ፣ ከዚያም ፣ አራትን ፣ ምስክሮች ፣ ያላመጡ ፣ ሰማኒያን ፣ ግርፋት ፣ ግረኛቸው ፤ ከነርሱም ፣ ምስክር

ነትን ፣ ሁል ፣ ጊዜ ፣ አትቀበሉ ፤ እነዚያም ፣ እነሱ ፣ አመጣኞች ፣ ናቸው ።

5 እነዚያ ፣ ከዚህ ፣ በኋላ ፣ የተጸጸቱና ፣ ሥራቸውን ፣ ያሳመኑ ፣ ሲቀሩ ፤ አላህ ፣ በጣም ፣ መሐሪ ፣ አዛኝ ፣ ነውና ።

6 እነዚያም ፣ ሚስቶቻቸውን ፣ (በዝሙት) ፣ የሚሰድቡ ፣ ለነሱም ፣ ከነፍሶቻቸው ፣ በስተቀር ፣ ምስክሮች ፣ የሌላቸው ፣ የኾኑ ፣ የአንዳቸው ፣ ምስክርነት ፣ እርሱ ፣ ከውነተኞች ፣ ለመኾኑ ፣ በአላህ ፣ ስም ፣ አራት ፣ ጊዜ ፣ ምሎ ፣ መመስከር ፣ ነው ።

7 አምስተኛይቱም ፣ ከውሸታሞች ፣ ቢኾን ፣ በርሱ ፣ ላይ ፣ የአላህ ፣ እርግግን ፣ ይኑርበት ፣ (ብሎ ፣ መመስከር) ፣ ነው ።

8 እርሱም ፣ ከውሸታሞች ፣ ነው ፣ ብላ ፣ አራት ፣ ጊዜ ፣ መመስከሮችን ፣ በአላህ ፣ ስም ፣ መመስከርዋ ፣ ከርስዋ ፣ ላይ ፣ ቅጣትን ፣ ይገፈትርላታል ።

9 አምስተኛይቱም ፣ እርሱ ፣ ከውነተኞች ፣ ቢኾን ፣ በርስዋ ፣ ላይ ፣ የአላህ ፣ ቁጣ ፣ ይኑርባት ፣ (ብላ ፣ መመስከርዋ) ፣ ነው ።

10 በናንተም ፣ ላይ ፣ የአላህ ፣ ችሮታና ፣ እዝነቱ ፣ ባልነበረ ፣ አላህም ፣ ጸጸትን ፣ ተቀባይ ፣ ጥበበኛ ፣ ባልኾነ ፣ ኖሮ ፣ (ውሸታሙን ፣ ይገልጸው ፣ ነበር) ።

11 እነዚያ ፣ መጥፎን ፣ ውሸት ፣ (1) ያመጡ ፣ ከናንተው ፣ የኾኑ ፣ ጭፍሮች ፣ ናቸው ፤ ለናንተ ፣ ክፉ ፣ ነገር ፣ ነው ፣ ብላችሁ ፣

1 ዓሊሻን ፣ በመስደብ ።

አታስቡት ፤ በውነቱ ፣ እርሱ ፣ ለናንተ ፣ መልካም ፣ ነገር ፣ ነው ፤ ከነርሱ ፣ (ከጭፍሮቹ) ፣ ለያንዳንዱ ፣ ሰው ፣ ከገጢአት ፣ የሠራው ፣ ሥራ ፣ ዋጋ ፣ አለው ፤ ያም ፣ ከነሱ ፣ ትልቁን ፣ ገጢአት ፣ የተሸከመው ፣ (1) ለርሱ ፣ ከባድ ፣ ቅጣት ፣ አለው ።

12 (ውሸቱን) ፣ በሰማችሁት ፣ ጊዜ ፣ ምእምናንና ፣ ምእምናት ፣ በጎሶቻቸው ፣ ለምን ፣ ደግን ፣ ነገር ፣ አልጠረጠሩም ? ለምንስ ፣ ይህ ፣ ግልጽ ፣ ውሸት ፣ ነው ፣ አላሉም ?

13 በርሱ ፣ ላይ ፣ ለምን ፣ አራትን ፣ ምስክሮች ፣ አላመጡም ? ምስክሮቹንም ፣ ካላመጡ ፣ እነዚያ ፣ አላህ ፣ ዘንድ ፣ ውሸታሞቹ ፣ እነሱ ፣ ናቸው ።

14 በቅርቡቱም ፣ በመጨረሻይቱም ፣ ዓለም ፣ በናንተ ፣ ላይ ፣ የአላህ ፣ ችሮታና ፣ እዝነቱ ፣ ባልነበረ ፣ ኖሮ ፣ በውስጡ ፣ በገባችሁበት ፣ ወሬ ፣ ምክንያት ፣ ታላቅ ፣ ቅጣት ፣ በእርግጥ ፣ በደረሰባችሁ ፣ ነበር ።

15 በምላሶቻችሁ ፣ በምትቀበሉት ፣ ጊዜ ፣ ለናንተም ፣ በርሱ ፣ ዕውቀት ፣ በሌላችሁ ፣ ነገር ፣ በአፎቻችሁ ፣ በተናገራችሁና ፣ እርሱ ፣ አላህ ፣ ዘንድ ፣ ከባድ ፣ ገጢአት ፣ ኾኖ ፣ ሳለ ፣ ቀላል ፣ አድርጋችሁ ፣ ባሰባችሁት ፣ ጊዜ ፣ (ከባድ ፣ ቅጣት ፣ በነካችሁ ፣ ነበር) ።

16 በሰማችሁትም ፣ ጊዜ ፣ በዚህ ፣ ልንናገር ፣ ለኛ ፣ አይገባንም ፤ ጥራት ፣ ይገባህ ፤ ይህ ፣ ከባድ ፣ ቅጥፈት ፣ ነው ፤ አትሉም ፣ ነበር ?

1 ነገሩን ፣ ያጋነነው ።

- 17 ምእምናን : እንደ : ኾናችሁ : ወደ : ብጢው : በፍጹም : እንዳትመለሱ : አላህ : ይገሥጸችኋል #
- 18 ለናንተም : አላህ : አንቀጾችን : ይገልጽላችኋል ፤ አላህም : ዐዋቂ : ጥበበኛ : ነው #
- 19 እነዚያ : በነዚያ : ባመኑት : ሰዎች : ውስጥ : መጥፎ : ወሬ : እንድትስፋፋ : የሚወዱ : ለነሱ : በቅርቢቱም : በመጨረሻይቱም : ዓለም : አሳማሚ : ቅጣት : አላቸው ፤ አላህም : ያውቃል ፤ እናንተ : ግን : አታውቁም #
- 20 በናንተም : ላይ : የአላህ : ችግር ታውና : እዝነቱ : ባልነበረ : አላህም : ርኅራኄና : አዛኝ : ባልኾነ : ኖሮ : (ቶሎ : ባጠፋችሁ : ነበር) #
- 21 አላንተ : ያመናችሁ : ሆይ ! የሰይጣንን : እርምጃዎች : አትከተሉ ፤ የሰይጣንንም : እርምጃ : ዎች : የሚከተል : ሰው : (ገጠአትን : ተሸከመ) ፤ እርሱ : በመጥፎና : በሚጠላ : ነገር : ያዝዛልና : በናንተም : ላይ : የአላህ : ችግርታና : እዝነቱ : ባልነበረ : ኖሮ : ከናንተ : አንድም : ፈጽሞ : ባልጠራ : ነበር ፤ (1) : ግን : አላህ : የሚሻውን : ሰው : ያጠራል ፤ አላህም : ሰሚ : ዐዋቂ : ነው #
- 22 ከናንተም : የችግርታና : የክብረት : ባለ : ቤቶች : የኾኑት : ለቅርብ : ዘመዶችና : ለድኾች : በአላህም : መንገድ : ለተሰደዱ : ሰዎች : ላይሰጡ : አይማሉ ፤ ይቅርታም : ያድርጉ ፤ (ጥፋተኞቹን) : ይለፉም ፤ አላህ : ለናንተ : ሊምር :

- አትወዱምን ? አላህም : መሐሪ : አዛኝ : ነው #
- 23 እነዚያ : ጥብቆቹን : ከዝሙት : ዘንጊዎቹን : ምእምናት : የሚሰድቡ ፤ በቅርቢቱም : በመጨረሻይቱም : ዓለም : ተረገሙ ፤ ለነርሱም : ታላቅ : ቅጣት : አላቸው #
- 24 በነሱ : ላይ : ምላሳቸው : እጆቻቸውና : እግሮቻቸውም : ይሠሩት : በነበሩት : ነገር : በሚመሰክሩባቸው : ቀን : (ከባድ : ቅጣት : አላቸው) #
- 25 በዚያ : ቀን : አላህ : እውነተኛ : ዋጋቸውን : ይመለሳቸዋል ፤ አላህም : እርሱ : መኖሩ : የተረጋገጠ (ሁሉን : ነገር) : ገላጭ : መኾኑን : ያውቃሉ #
- 26 መጥፎዎቹ : ሴቶች : ለመጥፎዎች : ወንዶች : መጥፎዎቹ : ወንዶችም : ለመጥፎዎች : ሴቶች : የተገቡ : ናቸው ፤ ጥሩዎቹ : ሴቶችም : ለጥሩዎቹ : ወንዶች : ጥሩዎቹ : ወንዶችም : ለጥሩዎቹ : ሴቶች : የሚገቡ : ናቸው ፤ እነዚያ : (1) (መጥፎዎቹ) : ከሚሉት : ነገር : ንጹሕ : የተደረጉ : ናቸው ፤ ለነርሱ : ምሕረትና : መልካም : ሲሳይ : አላቸው #
- 27 አላንተ : ያመናችሁ : ሆይ ! እስከምታስፈቅዱና : በባለ : ቤቶቹ : ላይ : ሰላምታን : እስከምታቀርቡ ድረስ ፤ ከቤቶቻችሁ : ሌላ : የኾኑን : ቤቶች : አትግቡ ፤ ይሃችሁ : ለናንተ : መልካም : ነው ፤ እናንተ : ትገነዘቡ : ዘንድ : (በዚህ : ታዘዛችሁ) #

1 ንጹሕ : ባልኾነ : ነበር #

1 እነ : ዓሊሻህ #

- 28 በውስጧም : አንድንም : ሰው : ባታገኙ : ለናንተ : እስከሚፈቀድላችሁ : ድረስ : አትግቧት ፤ ለናንተ : ተመለሱ : ብትባሉም : ተመለሱ ፤ እርሱ : ለናንተ : የተሻለ : ነው ፤ አላህም : የምትሠሩትን : ሁሉ : ዐዋቂ : ነው #
- 29 መኖሪያ : ያልኾኑን : ቤቶች : በውስጣቸው : ለናንተ : ጥቅም : ያላችሁን (ሳታስፈቅዱ) : ብትገቡ : በናንተ : ላይ : ገጠአት : የለባችሁም ፤ አላህም : የምትገልጹትንና : የምትደብቁትን : ሁሉ : ያውቃል #
- 30 ለምእምናን : ንገራቸው :— ዓይኖቻቸውን : (ያልተፈቀደን : ከማየት) : ይከልክሉ ፤ ብልቶቻቸውንም : ይጠብቁ ፤ ይህ : ለነሱ : የተሻለ : ነው ፤ አላህ : በሚሠሩት : ሁሉ : ውስጠ : ዐዋቂ : ነው #
- 31 ለምእምናትም : ንገራቸው :— ዓይኖቻቸውን : ይከልክሉ ፤ ብልቶቻቸውንም : ይጠብቁ ፤ ጌጣቸውንም : ከርሷ : ግልጽ : ከኾነው : በስተቀር : አይግለጡ ፤ ጉፍታዎቻቸውንም : በአንገትጌዎቻቸው : ላይ : ያጣፉ ፤ (የውስጥ) : ጌጣቸውንም : ለባሎቻቸው : ወይም : ለአባቶቻቸው : ወይም : ለባሎቻቸው : አባቶች : ወይም : ለወንዶች : ልጆቻቸው : ወይም : ለባሎቻቸው : ወንዶች : ልጆች : ወይም : ለወንድሞቻቸው : ወይም : ለወንድሞቻቸው : ወንዶች : ልጆች : ወይም : ለእጎቶቻቸው : ወንዶች : ልጆች : ወይም : ለሴቶቻቸው : (1) ወይም

- እጆቻቸው : ለያዙት : (ባሪያ) : ወይም : ከወንዶች : ለሴት : ጉዳይ : የሌላቸው : ለኾኑ : ተከታዮች : ወይም : ለነዚያ : በሴቶች : ሐፍረተ : ገላ : ላይ : ላላወቁ : (1) ሕጻኖች : ካልኾነ : በስተቀር : አይግለጹ ፤ ከጌጣቸውም : የሚሸፍኑት : ይታወቅ : ዘንድ : በእግሮቻቸው : አይምቱ ፤ ምእምናኖች : ሆይ ! ትድኑ : ዘንድ : ሁላችሁም : ወደ : አላህ : (በመመለስ) : ተጸጸቱ #
- 32 ከናንተም : ትዳር : የሌላቸውን : አጋቡ ፤ ከወንዶች : ባሮቻችሁና : ከሴቶች : ባሮቻችሁም : ለጋብቻ : ብቁ : የኾኑትን (አጋቡ) ፤ ድኾች : ቢኾኑ ፤ አላህ : ከችግርታው : ያከብራቸዋል ፤ አላህም : ስጦታው : ሰፊ : ዐዋቂ : ነው #
- 33 እነዚያም : የማግቢያን : ጣጣ : የማያገኙ : አላህ : ከችግርታው : እስከሚያከብሩባቸው : ድረስ : ይጠብቁ ፤ እነዚያንም : እጆቻችሁ : ከጨበጧቸው : አገልጋዮች : (ገንዘብ : ሰጥተው : ነጻ : ለመውጣት) : መጸጸፍን : የሚፈልጉትን : ከነሱ : መልካምን : ነገር : ብታውቁ : ተጸጸፋዎቻቸው ፤ ከአላህም : ገንዘብ : ከዚያ : ከሰጣችሁ : ስጧቸው ፤ ሴቶች : ባሮቻችሁንም : መጠበቅን : ቢፈልጉ : የቅርቢቱን : ሕይወት : ጥቅም : ለመፈለግ : ብላችሁ : በዝሙት : ላይ : አታስገድዱዎቻቸው ፤ የሚያስገድዳቸውም : ሰው : አላህ : ከመገደዳቸው : በኋላ : (ለተገደዱት) : መሐሪ : አዛኝ : ነው #

1 ለሃይማኖት : ወገኖቻቸው #

1 አካለ : መጠን : ላልደረሱ #

34 ወደናንተም ፡ አብራሪ ፡ የኾኑን ፡ እንቀጾች ፡ ከነዚያ ፡ ከበፊታችሁ ፡ ካለፉትም ፡ (ምሳሌዎች ፡ ዓይነት) ፡ ምሳሌን ፡ ለጥንቁቆቹ ፡ መገሰጫንም ፡ በእርግጥ ፡ አወረድን ።

35 አላህ ፡ የሰማያትና ፡ የምድር ፡ አብራሪ ፡ ነው፤ የብርሃኑ ፡ ምሳሌ ፡ በውስጡ ፡ መብራት ፡ እንዳለባት ፡ (ዝግ) ፡ መስኮት ፡ መብራቱ ፡ በብርጭቆ ፡ ውስጥ ፡ የኾነ ፡ ብርጭቆይቱ ፡ ፍጹም ፡ ለላቂ ፡ ኮከብ ፡ የምትመስል ፡ ምሥራቃዊም ፡ ምዕራባዊም ፡ ካልኾነች ፡ ከተባረከች ፡ የወይራ ፡ ዛፍ ፡ ዘይቷ ፡ እሳት ፡ ባይነካውም ፡ እንኳ ፡ ሊያበራ ፡ የሚቀርብ ፡ ከኾነች ፡ (ዘይት) ፡ የሚቃጠል ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡ (መብራት) ፡ ነው፤ (ይህ) ፡ በብርሃን ፡ ላይ ፡ የኾነ ፡ ብርሃን ፡ ነው፤ አላህ ፡ ወደ ፡ ብርሃኑ ፡ የሚሻውን ፡ ሰው ፡ ይመራል፤ አላህም ፡ ለሰዎች ፡ ምሳሌዎችን ፡ ያቀርባል። አላህም ፡ በነገሩ ፡ ሁሉ ፡ ዐዋቂ ፡ ነው።

36 አላህ ፡ እንድትከበርና ፡ ሰው ፡ በውስጡ ፡ እንዲወሳ ፡ ባዘዘው ፡ ቤቶች ፡ ውስጥ ፡ (አወድሱት) ፤ በውስጡ ፡ በጧትና ፡ በማታ ፡ ለርሱ ፡ ያጠራሉ ።

37 አላህን ፡ ከማውሳትና ፡ ለላትን ፡ ከመስገድ ፡ ዘካንም ፡ ከመስጠት ፡ ንግድም ፡ ሽያጭም ፡ የማያታልላቸው ፡ ልቦችና ፡ ዓይኖች ፡ በርሱ ፡ የሚገላበጡበትን ፡ ቀን ፡ የሚፈሩ ፡ የኾኑ ፡ ሰዎች ፡ (ያጠሩታል) ።

38 አላህ ፡ የሠሩትን ፡ ሥራ ፡ መልካሙን ፡ ሊመነጻቸው ፡ ከችሮታውም ፡ ሊጨምርላቸው ፡ (ያጠ

ሩታል) ፤ አላህም ፡ ለሚሻው ፡ ሰው ፡ ያለ ፡ ግምት ፡ ይሰጣል ።

39 እነዚያም ፡ የካዱት ፡ ሰዎች ፡ ሥራዎቻቸው ፡ (መልካሞቹ) ፡ በበረሃ ፡ ሜዳ ፡ እንዳለ ፡ ሲራብዱ ፡ (1) የጠማው ፡ ሰው ፡ ውሃ ፡ ነው ፡ ብሎ ፡ እንደሚያስበው ፡ በመጣውም ፡ ጊዜ ፡ ምንም ፡ ነገር ፡ ሹኖ ፡ እንደማያገኘው ፡ ነው ፤ (ከሐዲው) ፡ አላህንም ፡ እሥራው ዘንድ ፡ ያገኘዋል ፡ ምርመራውንም ፡ (ቅጣቱን) ፡ ይመላለታል ፤ አላህም ፡ ምርመራው ፡ ፈጣን ፡ ነው ።

40 ወይም ፡ (መጥፎ ፡ ሥራዎቻቸው) ፡ ከበላዩ ፡ ማዕበል ፡ ከበላዩ ፡ ደመና ያለበት ፡ ማዕበል ፡ በሚሸፈነው ፡ ጥልቅ ፡ ባሕር ፡ ውስጥ ፡ እንዳሉ ፡ ጨለማዎች ፡ ነው ፤ (እነዚያ) ፡ ከፈላቸው ፡ ከከፊሉ ፡ በላይ ፡ ድርብርብ ፡ የኾኑ ፡ ጨለማዎች ፡ ናቸው ፤ (በዚህች ፡ የተሞከረ ፡ (ሰው) ፡ እጁን ፡ ባወጣ ፡ ጊዜ ፡ ሊያያት ፡ አይቀርብም ፤ አላህም ፡ ለርሱ ፡ ብርሃንን ፡ ያላደረገለት ፡ ሰው ፡ ለርሱ ፡ ምንም ፡ ብርሃን ፡ የለውም ።

41 አላህ ፡ በሰማያትና ፡ በምድር ፡ ያለ ፡ ሁሉ ፡ በራሪዎችም ፡ ከንፎቻቸውን ፡ (በእየር ፡ ላይ) ፡ ያንሳፈፉ ፡ ኾነው ፡ ለርሱ ፡ የሚያጠሩ ፡ (የሚያወድሱ) ፡ መኾናቸውን ፡ አላወቅህምን? ሁሉም ፡ ስግደቱንና ፡ ማጥራቱን ፡ በእርግጥ ፡ ዐወቀ ፤ አላህም ፡ የሚሠሩትን ፡ ሁሉ ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ።

1 አሻማ ፡ በረሃ ፡ ላይ ፡ በፀሐይ ፡ ሊያየት ፡ የተንጋለለ ፡ ባሕር ፡ መስሎ ፡ የሚታይ ፡ ነው ።

42 የሰማያትና ፡ የምድርም ፡ ግዛት ፡ የአላህ ፡ ነው ፤ መመለሻም ፡ ወደ ፡ አላህ ፡ ነው ።

43 አላህ ፡ ደመናን ፡ የሚነዳ ፡ መኾኑን ፡ አላየህምን? ከዚያም ፡ ከፊሉን ፡ ከከፊሉ ፡ ያገናኛል ፤ ከዚያም ፡ የተደራረበ ፡ ያደርገዋል ፤ ዝናሙንም ፡ ከመካከሉ ፡ የሚወጣ ፡ ሹኖ ፡ ታየዋለህ ፤ ከሰማይም ፡ (ከደመና) ፡ በውስጡ ፡ ካሉት ፡ ጋራዎች ፡ በረዶን ፡ ያወርዳል ፤ በርሱም ፡ የሚሻውን ፡ ሰው ፡ (በጉዳት) ፡ ይነካል ፤ ከሚሻውም ፡ ሰው ፡ ላይ ፡ ይመልስዋል ፤ የብልጭታው ፡ ብርሃን ፡ ዓይኖችን ፡ ሊወስድ ፡ ይቀርባል ።

44 አላህ ፡ ሌሊትንና ፡ ቀንን ፡ ያገላብጣል ፤ በዚህም ፡ ለባለ ፡ ውስጥ ፡ ዓይኖች ፡ በእርግጥ ፡ ማሰረጃ ፡ አለበት ።

45 አላህም ፡ ተንቀሳቃሽን ፡ ሁሉ ፡ ከውሃ ፡ ፈጠረ ፤ ከነሱም ፡ በሆዱ ፡ ላይ ፡ የሚኼድ ፡ አልለ ፤ ከነሱም ፡ በሁለት ፡ እግሮች ፡ ላይ ፡ የሚኼድ ፡ አልለ ፤ ከነሱም ፡ በአራት ፡ ላይ ፡ የሚኼድ ፡ አልለ ፤ አላህ ፡ የሚሻውን ፡ ሁሉ ፡ ይፈጥራል ፤ አላህ ፡ በነገሩ ፡ ሁሉ ፡ ላይ ፡ ቻይ ፡ ነውና ።

46 አብራሪን ፡ እንቀጾች ፡ በእርግጥ ፡ አወረድን ፤ አላህም ፡ የሚሻውን ፡ ሰው ፡ ወደ ፡ ቀጥተኛ ፡ መንገድ ፡ ይመራዋል ።

47 በአላህና ፡ በመልክተኛውም ፡ አምነናል ፡ ታዘናልም ፡ ይላሉ ፤ ከዚያም ፡ ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ከነሱ ፡ ከፊሉ ፡ ይሸሻል ፤ እነዚያም ፡ ምእምናን ፡ አይደሉም ፤

48 ወደ ፡ አላህና ፡ ወደ ፡ መልክተኛውም ፡ በመካከላቸው ፡ ሊፈርድ ፡ በተጠሩ ፡ ጊዜ ፡ ከነሱ ፡ ከፊሉ ፡ ወዲያውኑ ፡ ይሸሻሉ ።

49 እውነቱም ፡ (ሐቂ) ፡ ለነሱ ፡ ቢኾን ፡ ወደርሱ ፡ ታዘገቡት ፡ ኾነው ፡ ይመጣሉ ።

50 በልቦቻቸው ፡ ውስጥ ፡ በሺታ ፡ አለን? ወይስ ፡ (በነቢይነቱ) ፡ ተጠራጠሩን? ወይስ ፡ አላህና ፡ መልክተኛው ፡ በነሱ ፡ ላይ ፡ የሚበድሉ ፡ መኾንን ፡ ይፈራሉን? ይልቁንም ፤ እነዚያ ፡ እነሱ ፡ በዳዮቹ ፡ ናቸው ።

51 የምእምናን ፡ ቃል ፡ የነበረው ፡ ወደ ፡ አላህና ፡ ወደ ፡ መልክተኛው ፡ በመካከላቸው ፡ ሊፈርድ ፡ በተጠሩ ፡ ጊዜ ፡ ሰማን ፤ ታዘዝንም ፡ ማለት ፡ ብቻ ፡ ነው ፤ እነዚህም ፡ እነሱ ፡ የፈለጉትን ፡ የሚያገኙ ፡ ናቸው ።

52 አላህንና ፡ መልክተኛውን ፡ የሚታዘዝም ፡ ሰው ፤ አላህንም ፡ የሚፈራና ፡ የሚጠነቀቀው ፡ ሰው ፤ እነዚያ ፡ እነሱ ፡ ፍላጎታቸውን ፡ የሚያገኙ ፡ ናቸው ።

53 (ለዘመቻ) ፡ ብታዘዘውም ፡ በእርግጥ ፡ ሊወጡ ፡ የጠነከሩ ፡ መሐሎቻቸውን ፡ በአላህ ፡ ስም ፡ ይምላሉ ፤ አትማሉ ፤ የታወቀች ፡ (የንፍቅና) ፡ መታዘዝ ፡ ናትና ፤ አላህ ፡ በምትሠሩት ፡ ነገር ፡ ሁሉ ፡ ውስጠ ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ፡ በላቸው ።

54 —አላህን ፡ ተገዙ ፤ መልክተኛውንም ፡ ታዘዙ ፤ ብትሸኹም ፡ (አትጉዱትም) ፤ በርሱ ፡ ላይ ፡ ያለበት ፡ የተገደደውን ፡ ማድረስ ፡ ብቻ ፡ ነው ፤ በናንተም ፡ ላይ ፡ ያለባችሁ ፡ የተገደዳችሁት ፡ (መ

ታዘዝ) : ብቻ : ነው ፤ ብትታዘ
ዙትም : ትምመራላችሁ ፤ በመ
ልክተኛውም : ላይ : ግልጽ :
ግድረስ : እንጂ : ሌላ : የለበትም፤
በላቸው ።

55 አላህ : እነዚያን : ከናንተ : ያመ
ኑትንና : መልካም : ሥራዎችን :
የሠሩትን : እነዚያን : ከነሱ :
በፊት : የነበሩትን : እንደተካ :
በምድር : ላይ : በእርግጥ : ሊተ
ካቸው : ለነሱም : ያንን : የወደ
ደላቸውን : ሃይማኖታቸውን :
ሊያደላድልላቸው ፤ ከፍርሃታቸ
ውም : በኋላ : ጸጥታን : ሊለው
ጥላቸው : ተስፋን : ቃል : ሰጥቷ
ቸዋል ፤ በኔ : ምንም : የማያጋሩ :
ኾነው : ይገዙኛል ፤ ከዚያም :
በኋላ : የካደ : ሰው : እነዚያ :
እነሱ : አመጣኞች : ናቸው ።

56 ሰላትንም : አስተካክላችሁ :
ስገዱ ፤ ምጽዋትንም : ስጡ ፤
መልክተኛውንም : ታዘዙ ፤ ለና
ንተ : ሊታዘንላችሁ : ይከጀላ
ልና ።

57 እነዚያን : የካዱትን : በምድር :
ውስጥ : የሚያቅቱ : አድርገህ :
አታስብ ፤ መኖሪያቸውም : እላት
ናት ፤ በእርግጥም : የከፋች :
መመለሻ : ናት ።

58 እላንተ : ያመናችሁ : ሆይ ! እነ
ዚያ : እጆቻችሁ : የጨበጧቸው :
(ባሮች) : እነዚያም : ከናንተ :
ለአካለ : መጠን : ያልደረሱት :
ከጉህ : ስግደት : በፊት : በቀት
ርም : ልብሰቻችሁን : በምታወ
ልቁ : ጊዜ : ከምሽት : ስግደትም :
በኋላ : ሦስት : ጊዜያት : (ለመ
ግባት : ሲፈልጉ) : ያስፈቅዷችሁ :
(እነዚህ) : ለናንተ : የኾኑ : ሦስት

የሐፍረተ : ገላ : መገለጫ :
ጊዜያቶች : ናቸውና ፤ ከነዚህ :
በኋላ : በናንተም : በነሱም :
ላይ : (ያለፈቃድ : በመግባት) :
ጎጠኦት : የለም ፤ በናንተ : ላይ :
(ለማገልገል) : ዙዋሪዎች : ናቸ
ውና ፤ ከፊላችሁ : በከፊሉ : ላይ :
ዙዋሪ : ነው ፤ እንደዚሁ : አላህ :
ለናንተ : ሕግጋትን : ይገልጻላ
ችኋል ፤ አላህም : ዐዋቂ : ጥበበኛ :
ነው ።

59 ከናንተም : ሕፃናቶቹ : አቅመ :
አዳምን : በደረሱ : ጊዜ : እነዚያ :
ከነሱ : በፊት : የነበሩት : (ታላላ
ቆቹ) : እንዳስፈቀዱ : ያስፈቅዱ ፤
እንደዚሁ : አላህ : ለናንተ : አን
ቀጾቹን : ያብራራል ፤ አላህም :
ዐዋቂ : ጥበበኛ : ነው ።

60 ከሴቶችም : እነዚያ : ጋብቻን :
የማይፈልጉት : ተቀማጮች :
(ባልቴቶች) ፤ በጌጥ : የተገለጹ :
ሳይኾኑ : የላይ : ልብሰቻቸውን :
ቢጥሉ : በነሱ : ላይ : ጎጠኦት :
የለባቸውም ፤ ግን : መጥጠበቃ
ቸው : ለነርሱ : የተሻለ : ነው ፤
አላህም : ሰሚ : ዐዋቂ : ነው ።

61 (ከሰዎች : ጋር : በመብላት) :
በዕውር : ላይ : ጎጠኦት : የለበ
ትም ፤ በአንካሳም : ላይ : ጎጠ
ኦት : የለበትም ፤ በበሽተኛም :
ላይ : ጎጠኦት : የለበትም ፤ በነ
ፍሶቻችሁም : ላይ : ከቤቶቻችሁ :
ወይም : ከአባቶቻችሁ : ቤቶች :
ወይም : ከናቶቻችሁ : ቤቶች :
ወይም : ከወንድሞቻችሁ : ቤቶች :
ወይም : ከእኅቶቻችሁ : ቤቶች :
ወይም : ከእጎቶቻችሁ : ቤቶች :
ወይም : ከአክሰቶቻችሁ : ቤቶች :
ወይም : ከየሹሞቻችሁ : ቤቶች :

ወይም : ከየሹሚዎቻችሁ : ቤቶች
(1) ወይም : መክፈቻዎቹን :
ከያዛችሁት : ቤት : ወይም :
ከወዳጆችሁ : ቤት : (ብትበሉ) :
ጎጠኦት : የለባችሁም ፤ ተሰብ
ስባችሁ : ወይም : ተለያይታ
ችሁ : ብትበሉ : በናንተ : ላይ :
ጎጠኦት : የለባችሁም ፤ ቤቶች
ንም : በገባችሁ : ጊዜ ፤ ከአላህ :
ዘንድ : የኾነችን : የተባረከች :
መልካም : ሰላምታ : በነፍሶቻ
ችሁ : ላይ : ሰላም : በሉ ፤ እንደ
ዚሁ : አላህ : አንቀጾችን : ለና
ንተ : ያብራራል ፤ ልታውቁ :
ይከጀላልና ።


62 ምእምናን : ማለት : እነዚያ :
በአላህና : በመልክተኛው : ያመ
ኑት ፤ ከርሱ : ጋር : በሚሰበሰብ :
ጉዳይ : ላይ : በኾኑ : ጊዜ : እስ
ከሚያስፈቅዱት : ድረስ : የማይ
ኼዱት : ብቻ : ናቸው ፤ እነዚያ :
የሚያስፈቅዱህ : እነርሱ : እነ
ዚያ : በአላህና : በመልክተኛው :
የሚያምኑት : ናቸው ፤ ለግል :

1 የሹማ : የእናት : ወንድም ፤ የሹሚ : የእናት
እገት ።

ጉዳያቸውም : ፈቃድ : በጠየ
ቁህ : ጊዜ : ከነሱ : ለሻኸው :
ሰው : ፍቀድለት ፤ ለነሱም :
አላህን : ምሕረትን : ለምንላ
ቸው : አላህ : መሐሪ : አዛኝ :
ነውና ።

63 በመካከላችሁ : የመልክተኛውን :
ጥሪ : ከፊላችሁ : ከፊሉን : እንደ :
መጥራት : አታድርጉት ፤ ከናንተ :
ውስጥ : እነዚያን : እየተከለሉ :
በመስለክለክ : የሚወጡትን :
አላህ : በእርግጥ : ያውቃቸዋል ፤
እነዚያም : ትእዛዙን : የሚጥሱ :
መከራ : እንዳትደርስባቸው :
ወይም : አሳማሚ : ቅጣት :
እንዳያገኛቸው : ይጠንቀቁ ።

64 ንቁ : በሰማያትና : በምድር :
ያለው : ሁሉ : የአላህ : ብቻ :
ነው ፤ እናንተ : በርሱ : ላይ :
ያላችሁበትን : ኹኔታ : በእርግጥ :
ያውቃል ፤ ወደርሱ : የሚመለ
ሱበትን : ቀንም : (ያውቃል) ፤
የሠሩትንም : ሁሉ : ይነግራቸ
ዋል ፤ አላህም : ነገሩን : ሁሉ :
ዐዋቂ : ነው ።



በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም :
 ርገሩን : በጣም : አዛኝ : በኾነው :
 1 ያ : ፋርቃንን : (1) በባሪያው :
 ላይ : ለዓለማት : አስፈራሪ :
 ይኾን : ዘንድ : ያወረደው : (አም
 ላክ) : ክብርና : ጥራት : ተገባው ።
 2 (እርሱ) : ያ : የሰማያትና : የም
 ድር : ንግሥና : የርሱ : ብቻ :
 የኾነ : ልጅንም : ያልያዘ : በን
 ግሥናውም : ተጋሪ : የሌለው :
 ነገሩንም : ሁሉ : የፈጠረና :
 በትክክልም : ያዘጋጀው : ነው ።
 3 (ከሐዲዎች) : ከርሱም : ሌላ :
 ምንም : የማይፈጥሩን : እነ
 ሱም : የሚፈጠሩን : ለነፍሶቻ
 ቸውም : ጉዳትን : ለመከላከል :
 ጥቅምንም : ለማምጣት : የማ
 ይችሉን : ሞትንና : ሕይወትንም :
 መቀስቀስንም : የማይችሉን :
 አማልክት : ያዙ ።
 4 እነዚያም : የካዱት : ይህ : (ቁር
 አን : ሙሐመድ) : የቀጠፈው :
 በርሱም : ላይ : ሌሎች : ሕዝቦች :
 ያገዙት : የኾነ : ውሸት : እንጂ :
 ሌላ : አይደለም : አሉ ፤ በእር
 ግጥም : በደልንና : እብለትን :
 ሠሩ ።
 5 አሉም :— የመጀመሪያዎቹ :
 ሰዎች : ተረቶች : ናት ፤ አስጣ
 ፋት ፤ እርሷም : በርሱ : ላይ :
 ጧትና : ማታ : ትንብብለታለች ።

6 ያ : በሰማያትና : በምድር : ው
 ስጥ : ያለን : ምስጢር : የሚያ
 ውቀው : አወረደው ፤ እርሱ : መ
 ሓሪ : አዛኝ : ነውና ፤ በላቸው ።
 7 ለዚህም : መልክተኛ : ምግብን :
 የሚበላ : በገበያዎችም : የሚ
 ኼድ : ሲኾን : ምን : (መልክተ
 ኛነት) : አለው ? ከርሱ : ጋር :
 አስፈራሪ : ይኾን : ዘንድ : ወደ
 ርሱ : መልአክ : (ገሃድ) : አይ
 ወረድም : ኖሯልን ? አሉ ።
 8 ወይም : ወደርሱ : ድልብ : አይ
 ጣልለትምን ? ወይም : ከርሷ :
 የሚበላላት : አትክልት : እርሱ :
 አትኖረውምን ? (አሉ) ፤ በዳዮ
 ቼም : (ላመኑት) : የተደገመበ
 ትን : ሰው : እንጂ : ሌላን :
 አትከተሉም : አሉ ።
 9 ላንተ : ምሳሌዎችን : እንዴት :
 እንዳደረጉልህና : እንደ : ተሳሳቱ
 ተመልክት ፤ (ወደ : እውነት : ለመ
 ድረስ) : መንገድንም : አይች
 ሉም ።
 10 ያ : ቢሻ : ከዚህ : (ካሉት) : የተ
 ሻለን : ከሥሮቻቸው : ወንዞች :
 የሚፈሱባቸውን : አትክልቶች :
 ላንተ : የሚያደርግልህ : ሕንጻ :
 ቤቶችንም : ላንተ : የሚያደርግ
 ልህ : ጌታ : ችሮታው : በዛ ።
 11 ይልቁንም : በትንሣኤ : አስተ
 ባበሉ ፤ በትንሣኤ : ላስተባበ
 ለም : ሰው : ሁሉ : ነዳጅን :
 እሳት : አዘጋጅተናል ።

1 ውነትን : ከውሸት : ለይውን : መጽሐፍ ፤ የቁርአን : ስሙ : ነው ።

12 ከፋቅ : ስፍራ : ባየቻቸው : ጊዜ :
 ለርሷ : የቀጭት : መገንፈልንና :
 ማናፋትን : ይሰማሉ ።
 13 እጅ : ከፍንጅ : የታሠሩ : ኾነው
 ም : ከርሷ : በጠባብ : ስፍራ :
 በተጣሉ : ጊዜ : በዚያ : ስፍራ :
 ጥፋትን : ይጠራሉ ፤ (ዋ : ጥፋታ
 ችን : ይላሉ) ።
 14 :—ዛሬ : አንድን : ጥፋት : ብቻ :
 አትጥሩ : ብዙንም : ጥፋት :
 ጥሩ : (ይባላሉ) ።
 15 (እንዲህ) : በላቸው :—ይህ :
 የተሻለ : ነውን ? ወይስ : ጥንቁ
 ቆቹ : ተስፋ : የተሰጧት : የዘለ
 ዓለሟ : ገነት ? ለነርሱ : ምንዳና :
 መመለሻ : ኾነች ።
 16 ለነሱ : በውስጡ : ዘውታሪዎች :
 ኾነው : የሚፈልጉት : ሁሉ :
 አላቸው ፤ (ይህም) : ተስፋ :
 ከጌታህ : ተለማኝ : ተስፋ : ነው ።
 17 እነርሱንና : ከአላህ : ሌላ : የሚ
 ግንዟቸውንም : የሚሰበሰቡባቸው
 ንና : እናንተ : እነዚህን : ባሮ
 ቼን : አሳሳታችሁን ? ወይስ :
 እነሱው : መንገድን : ሳቱ ?
 የሚልበትን : ቀን : (አስታውስ) ።
 18 ጥራት : ይገባህ ፤ ካንተ : ሌላ :
 ረዳቶችን : ልንይዝ : ለኛ : ተገ
 ቢያችን : አልነበረም ፤ ግን : እነ
 ሱንም : አባቶቻቸውንም : መገን
 ዘብን : እስከተወ : ድረስ :
 አጣቀምካቸው ፤ ጠፊ : ሕዝቦ
 ችም : ኾኑ ፤ ይላሉ ።
 19 በምትሉትም : (አማልክቶቻችሁ)
 አስዋሹዋችሁ ፤ ቅጣቴን : መገ
 ፍተርንም : መርዳትንም : አት
 ችሉም ፤ ከናንተም : የሚበድለ
 ውን : ታላቅን : ቅጣት : እናቀ
 ምሰዋለን ፤ (ይባላሉ) ።

20 ከአንተ : በፊትም : ከመልክተ
 ችች : እነሱ : በእርግጥ : ምግ
 ብን : የሚበሉ : በገበያዎችም :
 የሚኼዱ : ኾነው : በስተቀር :
 አልላክንም ፤ ከፊላችሁንም ፤
 ለከፊሉ : ፈተና : አድርገናል ፤
 ትታገሳላችሁን ? ጌታህም : ተመ
 ልካች : ነው ።

★ ★ ★

21 እነዚያም : መገናኘታችንን : የማ
 ይፈሩት : በኛ : ላይ : ለምን :
 መላእክት : አልወረደም ፤ ወይም :
 ጌታችንን : ለምን : አናይም ?
 አሉ ፤ በነፍሶቻቸው : ውስጥ : በእ
 ርግጥ : ኮሩ ፤ ታላቅንም : አመጥ :
 አመጡ ።
 22 መላእክትን : በሚያዩበት : ቀን :
 በዚያ : ጊዜ : ለአመጣኞች : ምስ
 ሬች : የላቸውም ፤ የተከለከለ :
 ክልክልም : አድርገን : ይላሉ ።
 23 ከሥራም : ወደ : ሠሩት : እናስ
 ባለን ፤ የተበተነ : ትቢያም :
 እናደርገዋለን ።
 24 የገነት : ሰዎች : በዚያ : ቀን :
 በመርጊያ : የተሻሉ : በማረፊ
 ያም : በጣም : የማሩ : ናቸው ።
 25 ሰማይም : በደመና : የምትቀደ
 ድበትንና : መላእክትም : መወ
 ረድን : የሚወርዱበትን : ቀን :
 (አስታውስ) ።
 26 እውነተኛው : ንግሥና : በዚያ :
 ቀን : ለአልረሕማን : (1) ብቻ :
 ነው ፤ በከሐዲዎችም : ላይ :
 አስቸጋሪ : ቀን : ነው ።
 27 በዳይም :— ከመልክተኛው :
 ጋር : ቀጥተኛን : መንገድ : ይገር፤

1 ለአላህ : የተለየ : ስሙ : ነው ፤ እጅግ : በጣም : ርገሩን : ግለት : ነው ።

በኾነ ፡ ዋ ፡ ምኞቱ! እያለ ፡ (በጸጸት) ፡ ሁለት ፡ እጆቹን ፡ የሚነክስበትን ፡ ቀን ፡ (አስታውስ) ።

28 ዋ ፡ ጥፋቱ ! እገሌን ፡ ወዳጅ ፡ ባልያዝኩ ፡ ኖሮ ፡ እመኛለሁ ።

29 (የእምነት ፡ ቃልን) ፡ ከመጣልኝ ፡ በኋላ ፡ ከማስታወስ ፡ በእርግጥ ፡ አሳሳተኝ ፤ (ይላል) ፤ ሰይጣንም ፡ ለሰው ፡ አጋላጭ ፡ ነው ።

30 መልክተኛውም ፡—ጌታዬ ፡ ሆይ! ሕዝቦቼ ፡ ይህንን ፡ ቁርአን ፡ የተተወ ፡ ነገር ፡ አድርገው ፡ ያዙት ፡ አለ ።

31 እንደዚሁም ፡ ለነቢዩ ፡ ሁሉ ፡ ከአመጣኞች ፡ የኾነ ፡ ጠላትን ፡ አድርገናል ፤ መሪና ፡ ረዳትም ፡ በጌታህ ፡ በቃ ።

32 እነዚያ ፡ የካዱትም ፡— ቁርአን ፡ በርሱ ፡ ላይ ፡ ለምን ፡ በጠቅላላ ፡ አንድ ፡ ጊዜ ፡ አልተወረደም ? አሉ ፤ እንደዚሁ ፡ በርሱ ፡ ልብህን ፡ ልናረጋ ፡ (ከፋፍለን ፡ አወረድነው) ፤ ቀስ ፡ በቀስ ፡ መለያየትንም ፡ ለየነው ።

33 በጥያቄም ፡ አይመጡብህም ፡ እውነተኛውን ፡ (መልስ) ፡ መልካምን ፡ ፍችም ፡ የምናመጣልህ ፡ ብንኾን ፡ እንጅ ።

34 እነዚያ ፡ በፈቶቻቸው ፡ ላይ ፡ (እየተገቡት) ፡ ወደ ፡ ገህነም ፡ የሚሰበሰቡ ፡ ናቸው ፤ እነዚያ ፡ ስፍራቸው ፡ የከፋ ፡ መንገዳቸውም ፡ የጠመመ ፡ ናቸው ።

35 በእርግጥም ፡ ለሙሳ ፡ መጽሐፍን ፡ ሰጠነው ፤ ከርሱም ፡ ጋር ፡ ወንድሙን ፡ ሃሩንን ፡ ረዳት ፡ አደረግንለት ።

36 ወደነዚያም ፡ በታምራቶቻችን ፡ ወደ ፡ አስተባበሉት ፡ ሕዝቦች ፡ ኺዱ ፡ አልናቸው ፤ (አስዋጧቸውም) ፡ ማጥፋትንም ፡ አጠፋናቸው ።

37 የኑሕን ፡ ሰዎችም ፡ መልክተኞችን ፡ ባስተባበሉ ፡ ጊዜ ፡ አሰጠምናቸው ፤ ለሰዎችም ፡ መገሰጫ ፡ አደረግናቸው ፤ ለበደለኞችም ፡ አሳማሚን ፡ ቅጣት ፡ አዘጋጅተናል ።

38 ዓድንም ፡ ሠሙድንም ፡ የረሰን ፡ ሰዎችም ፡ በዚህ ፡ መካከል ፡ የነበሩትንም ፡ ብዙን ፡ የክፍለ ፡ ዘመናት ፡ ሕዝቦች ፡ (አጠፋን) ።

39 ሁሉንም ፡ (ገሠጽን) ፡ ለነሱ ፡ ምሳሌዎችን ፡ ገለጽን ፤ ሁሉንም ፡ ማጥፋትን ፡ አጠፋናቸውም ።

40 በዚያችም ፡ ክፉ ፡ ዝናምን ፡ (1) በተዘነመችው ፡ ከተማ ፡ ላይ ፡ (የመካ ፡ ከሐዲዎች) ፡ በእርግጥ ፡ መጥተዋል ፤ የሚያዩዋት ፡ አልነበሩምን ? በውነቱ ፡ መቀስቀስን ፡ የማይፈሩ ፡ ነበሩ ።

41 ባዩህም ፡ ጊዜ ፡ ያ ፡ አላህ ፡ መልእክተኛ ፡ አድርጎ ፡ የላከው ፡ ይህ ፡ ነውን ? እያሉ ፡ መሳለቂያ ፡ እንጂ ፡ ሌላ ፡ አያደርጉህም ።

42 እነሆ ፡ በርሷ ፡ ላይ ፡ መታገሣችን ፡ ባልነበረ ፡ ኖሮ ፡ ከአማልክቶቻችን ፡ ሊያሳስተን ፡ ቀርቦ ፡ ነበር ፡ (ሲሉም ፡ ይሳለቃሉ) ፤ ወደፊትም ፡ ቅጣቱን ፡ በሚያዩ ፡ ጊዜ ፡ መንገድን ፡ በጣም ፡ ተሳሳቹ ፡ ማን ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡ በእርግጥ ፡ ያውቃሉ ።

43 ፍላጎቱን ፡ አምላኩ ፡ አድርጎ ፡ የያዘውን ፡ ሰው ፡ አየህን ? አንተ ፡

1 የጋል ፡ ሸክላ ፡ ደንጊያን ።

በርሱ ፡ ላይ ፡ ጠባቂ ፡ ትኾናለህን ?

44 ይልቁንም ፡ አብዛኛዎቻቸው ፡ የሚሰሙ ፡ ወይም ፡ የሚያውቁ ፡ መኾናቸውን ፡ ታስባለህን ? እነርሱ ፡ እንደ ፡ እንስሳዎች ፡ እንጂ ፡ ሌላ ፡ አይደሉም ፡ ከቶውንም ፡ እነሱ ፡ ይልቅ ፡ መንገድን ፡ የተሳሳቱ ፡ ናቸው ።

45 ወደ ፡ ጌታህ ፡ (ሥራ) ፡ ጥላን ፡ እንዴት ፡ እንደ ፡ ዘረጋ ፡ አላየህምን ? በሻም ፡ ኖሮ ፡ የረጋ ፡ ባደረገው ፡ ነበር ፤ ከዚያም ፡ ፀሐይን ፡ በርሱ ፡ ላይ ፡ ምልክት ፡ አደረግን ።

46 ከዚያም ፡ ቀስ ፡ በቀስ ፡ ወደኛ ፡ ሰበሰብነው ፤

47 እርሱም ፡ ያ ፡ ለናንተ ፡ ሌሊትን ፡ ልብስ ፡ እንቅልፍንም ፡ ማረፊያ ፡ ያደረገ ፤ ቀንንም ፡ መበተኛ ፡ ያደረገላችሁ ፡ ነው ።

48 እርሱም ፡ ያ ፡ ነፋሶችን ፡ አብሳሪዎች ፡ ሲኾኑ ፡ ከዝናሙ ፡ በስተፊት ፡ የላከ ፡ ነው ፤ ከሰማይም ፡ አጥሪ ፡ ውሃን ፡ አወረድን ፤

49 በርሱ ፡ የሞተችን ፡ አገር ፡ ሕያው ልናደርግበት ፡ ከፈጠርነውም ፡ ፍጡር ፡ እንስሳዎችንና ፡ ብዙ ፡ ሰዎችንም ፡ ልናጠጣው ፡ (አወረድነው) ።

50 (ጸጋችንን) ፡ ይገነዘቡም ፡ ዘንድ ፡ በመካከላቸው ፡ ከፋፈልነው ፤ ግን ፡ አብዛኛዎቹ ፡ ሰዎች ፡ ክሕደትን ፡ እንጂ ፡ እንቢ ፡ አሉ ።

51 በሻንም ፡ ኖሮ ፡ በየከተማይቱ ፡ አስፈራሪን ፡ በላክን ፡ ነበር ።

52 ከሐዲዎችንም ፡ አትታዘዛቸው ፤ በርሱም ፡ (በቁርአን) ፡ ታላቅን ፡ ትግል ፡ ታገላቸው ።

53 እርሱም ፡ ያ ፡ ሁለቱን ፡ ባሕርኮች ፡ አጎራብቶ ፡ የለቀቀ ፡ ነው ፤ ይህ ፡ ጥምን ፡ የሚቆርጥ ፡ ጣፋጭ ነው ፤ ይህም ፡ የሚመረግግ ፡ ጨው ፡ ነው ፤ በመካከላቸውም ፡ (ከመቀላቀል) ፡ መለያንና ፡ የተከለለን ፡ ክልል ፡ ያደረገ ፡ ነው ።

54 እርሱም ፡ ያ ፡ ከውሃ ፡ ሰውን ፡ የፈጠረ ፡ የዝምድናና ፡ የአማኝም ፡ ባለቤት ፡ ያደረገው ፡ ነው ፤ ጌታህም ፡ ቻይ ፡ ነው ።

55 ከአላህም ፡ ሌላ ፡ የማይጠቅማቸውንና ፡ የማይገዙቸውን ፡ ይግገዛሉ ፤ ከሐዲም ፡ በጌታው ፡ ላይ ፡ (በማመጥ ፡ ለሰይጣን) ፡ ረዳት ፡ ነው ።

56 አብሳሪና ፡ አስፈራሪም ፡ አድርገን ፡ እንጂ ፡ አልላክንም ።

57 በርሱ ፡ ላይ ፡ ዋጋን ፡ በፍጹም ፡ አልጠይቃችሁም ፤ ግን ፡ ወደ ፡ ጌታው ፡ (መልካም) ፡ መንገድን ፡ ለመያዝ ፡ የሻ ፡ ሰው ፡ (ይሥራ) ፤ በላቸው ።

58 በዚያም ፡ በማይሞተው ፡ ሕያው ፡ አምላክ ፡ ላይ ፡ ተመካ ፤ ከማመስገንም ፡ ጋር ፡ አጥራው ፤ በባሮቹ ፡ ጎጠአቶችም ፡ ውስጠ ፡ ዐዋቂ ፡ በርሱ ፡ በቃ ።

59 ያ ፡ ሰማያትንና ፡ ምድርን ፡ በመካከላቸው ፡ ያለውንም ፡ ሁሉ ፡ በስድስት ፡ ቀኖች ፡ ውስጥ ፡ የፈጠረ ፤ ከዚያም ፡ በዐርሹ ፡ ላይ ፡ (ስልጣን) ፡ የተደላደለ ፡ አልረሕማን ፡ ነው ፤ ከርሱም ፡ ዐዋቂን ፡ ጠይቅ ።

60 ለነርሱም ፡ ለአልረሕማን ፡ ስንዱ ፡ በተባሉ ፡ ጊዜ ፡ አልረሕማን ፡ ማነው ? ለምታዘን(ና ፡ ለማናውቀው) ፡ እንሰግዳለን ? ይላሉ ፤

(ይህ) : መራቅንም : ጨመራ ቸው ።

61 ያ : በሰማይ : ቡሩጆችን : (1) ያደረገና : በርሷም : እንጸባራቂን : (ፀሐይ) : አብሪ : ጨረቃንም : ያደረገ : ጌታ : ክብሩ : በጣም ። ላቀ ።

62 እርሱም : ያ : (ያመለጠውን : ሥራ) : ማስታወስን : ለሚፈልግ : ወይም : ማመስገንን : ለሚፈልግ : ሰው : ሌሊትንና : ቀንን : ተተካኪ : ያደረገ : ነው ።

63 የአልረሕማንም : ባሮች : እነዚያ : በምድር : ላይ : በዝግታ : የሚኼዱት : ባለጊዎችም (በክፉ) ባንጋገሩዋቸው : ጊዜ : ሰላም : የሚሉት : ናቸው ።

64 እነዚያም : ለጌታቸው : በግንባራቸው : ተደፊዎችና : ቋሚዎች : ኾነው : የሚያደሩት : ናቸው ።

65 እነዚያም :— ጌታችን : ሆይ ! የገህነምን : ቅጣት : ከኛ : ላይ : መልሰልን ፤ ቅጣቷ : የማያለቅ : ነውና ፤ የሚሉት : ናቸው ።

66 እርሷ : መርጊያና : መቀመጫ : በመኾን : ከፋች ! (ይላሉ) ።

67 እነዚያም : በለገሱ : ጊዜ : የማያባክኑት : የማይቆጥቡትም : ናቸው ፤ በዚህም : መካከል : (ልግ ስናቸው) : ትክክለኛ : የኾነ : ነው ።

68 እነዚያም : ከአላህ : ጋር : ሌላን : አምላክ : የማይግዝተው ፤ ያችንም : አላህ : እርም : ያደረጋትን : ነፍስ : ያለ : ሕግ : የማይገድሉት፤

የማያመነዝሩትም : ናቸው ፤ ይህንንም : የሚሠራ : ሰው : ቅጣትን : ያገኛል ።

69 በትንሣኤ : ቀን : ቅጣቱ : ለርሱ : ይደራረባል ፤ በርሱም : ውስጥ : የተዋረደ : ኾኖ : ይኖራል ።

70 ተጸጽቶ : የተመለሰና : ያመነ : መልካምንም : ሥራ : የሠራ : ሰው : ብቻ : ሲቀር ፤ እነዚያም : አላህ : መጥፎ : ሥራዎቻቸውን : በመልካም : ሥራዎች : ይለውጣል ፤ አላህም : እጅግ : መሐሪ : አዛኝ : ነው ።

71 ተጸጽቶ : የተመለሰም : ሰው : መልካምንም : የሠራ : እርሱ : የተወደደን : መመለስ : ወደ : አላህ : ይመለሳል ።

72 እነዚያም : እብሉትን : የማይመሰክሩ ፤ በውድቅ : ቃልም : (ተናጋሪ : አጠገብ) : ባለፉ : ጊዜ : የከበሩ : ኾነው : የሚያልፉት : ናቸው ።

73 እነዚያም : በጌታቸው : አንቀጾች : በተገሠጹ : ጊዜ : (የተረዱ : ተቀባዮች : ኾነው : እንጂ) : ደንቆሮዎችና : ዕውሮች : ኾነው : በርሷ : ላይ : የማይደፉት : ናቸው ።

74 እነዚያም : ጌታችን : ሆይ ! ከሚሰቱቻችንና : ከዘሮቻችን : ለዓይኖች : መርጊያን : ለኛ : ስጠን ፤ አላህን : ለሚፈሩትም : መሪ : አድርገን ፤ የሚሉት : ናቸው ።


75 እነዚያ : በመታገሣቸው : የገነትን : ሰገነቶች : ይመነዳሉ ፤ በርሷም : ውስጥ : ውዳሴንና : ሰላምታን : ይስሰጣሉ ።

76 በርሷ : ውስጥ : ዘውታሪዎች :

1 12 : ቡሩጆች ፤ የፈለክ : ክፍሎችናቸው ፤ ሀሐይ : በወር : የምታቋርጠው : እንድ : ቡርጅ : ይባላል ።

ኾነው : (ይስሰጣሉ) ፤ መርጊያና : መኖሪያይቱ : አማረች ።
77 : ጸሎታችሁ : ባልነበረ : ኖሮ : ጌታዬ : እናንተን : ከምንም :

አይቆጥራችሁም : ነበር ፤ በእርግጥም : እስተባበላችሁ ፤ ወደ : ፊትም : (ቅጣቱ) : ያዣችሁ : ይኾናል ፤ በላቸው ።



በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም : ርኅሩህ : በጣም : አዛኝ : በሆነው ።

1 ጠ. ሰ. መ. (ጧ ሲን : ሚም) ። (1)

2 ይህች : ግልጽ : ከኾነው : መጽሐፍ : አንቀጾች : ናት ።

3 አማኞች : ባለ : መኾናቸው ፤ (በቁጭት) : ነፍሱህን : ገዳይ : መኾን : ይፈራልሃል ፤

4 ብንሻ : በነሱ : ላይ : ከሰማይ : ታምርን : እናውርድና : አንገቶቻቸው : (መሪዎቻቸው) : ለርሷ : ተዋራጆች : ይኾናሉ ።

5 ከአልረሕማንም : ዘንድ : አዲስ : የተወረደ : ቁርአን : አይመጣላቸውም ፤ ከርሱ : የሚሸኹ : ቢኾኑ : እንጂ ።

6 በእርግጥም : እስተባበሉ ፤ የዚያም : በርሱ : ይሳለቁበት : የነበሩት : ወራዎች : (ፍጻሜ) : ይመጣባቸዋል ።

1 በቸሮታዬ : በልቅናዬ : በንጉሥነቴ : እምላላሁ ።

7 ወደ : ምድርም : በውስጧ : ከመልካም : (በቃይ) : ጎሳ : ሁሉ : ብዙን : እንዳበቀልን : አላዩምን።

8 በዚህ : አስደናቂ : ምልክት : አለበት ፤ አብዛኞቻቸውም : አማኞች : አልነበሩም ።

9 ጌታህም : እርሱ : በእርግጥ : አሸናፊ : አዛኝ : ነው ።

10 ጌታህም : ሙሳን : ወደ : በደለኞቹ : ሕዝቦች : ኺድ : በማለት : በጠራው : ጊዜ : (አስታውስ) ።

11 ወደ : ፈርዖን : ሕዝቦች : (ኺድ) : አላህን : አይፈሩምን ? (አለው) ።

12 (ሙሳም) : አለ — ጌታዬ : ሆይ ! እኔ : ሊያስተባብሉኝ : እፈራለሁ ።

13 ልቤም : ይጠብባል ፤ ምላሴም : አይፈታም ፤ ስለዚህ : ወደ : ሃሩን : ላክ ።

14 ለነርሱም : በኔ : ላይ : (የደም) : ወንጀል : አለ ፤ ስለዚህ : እንዳይገድሉኝ : እፈራለሁ ።

15 (አላህ) : አለ — ተው ! (አይነኩህም) ፤ በታምራቶቻችንም : ኺዱ ፤ እኛ : ከናንተ : ጋር : ሰሚዎች : ነንና ።

16 ወደ ፈርዖንም ፡ ሺዱ ፤ በሉትም ፡—እኛ ፡ የዓለማት ፡ ጌታ ፡ መልክተኞች ፡ ነን ፤

17 የእስራኤልን ፡ ልጆች ፡ ከኛ ፡ ጋር ፡ ልቀቅ ።

18 (ፈርዖንም) ፡ አለ ፡—ልጅ ፡ ሽነህ ፡ በኛ ፡ ውስጥ ፡ አላሳደግንህምን ? በኛ ፡ ውስጥም ፡ ከዕድሜህ ፡ ብዙ ፡ ዓመታትን ፡ አልተቀመጥክምን ?

19 ያችንም ፡ የሠራሃትን ፡ ሥራህን ፡ አልሠራህምን ? አንተም ፡ ከውለታ ፡ ቢሰኙ ፡ ነህ ፤ (አለ) ።

20 (ሙሳም) ፡ አለ ፡— ያን ፡ ጊዜ ፡ እኔም ፡ ከተሳሳቱት ፡ ሹኜ ፡ ሠራሷት ።

21 በፈራረሻሁም ፡ ጊዜ ፡ ከናንተ ፡ ሸሸሁ ፤ ጌታየም ፡ ለኔ ፡ ጥበብን ፡ ሰጠኝ ፤ ከመልክተኞቹም ፡ አደረገኝ ።

22 ይህችም ፡ የእስራኤልን ፡ ልጆች ፡ ባሪያ ፡ በማድረግህ ፡ በኔ ፡ ላይ ፡ የምትመጸደቅባት ፡ ጸጋ ፡ ናት ።

23 ፈርዖን ፡ አለ ፡—(ላክኝ ፡ የምትለው) ፡ የዓለማትም ፡ ጌታ ፡ ምን ድነው ?

24 (ሙሳ) ፡ የሰማያትና ፡ የምድር ፡ በመካከላቸውም ፡ ያለው ፡ ሁሉ ፡ ጌታ ፡ ነው ፤ የምታረጋግጡ ፡ ብትኾኑ ፡ (ነገሩ ፡ ይህ ፡ ነው) ፤ አለው ።

25 (ፈርዖንም) ፡ በዙሪያው ፡ ላሉት ፡ ሰዎች ፡— አትሰሙምን ? አለ ።

26 (ሙሳ) ፡— ጌታችሁና ፡ የመጀመሪያዎቹ ፡ አባቶቻችሁም ፡ ጌታ ፡ ነው ፡ አለው ።

27 (ፈርዖን)፡- ያ ፡ ወደናንተ ፡ የተላከው ፡ መልክተኞችሁ ፡ በእርግጥ ፡ ዕብድ ፡ ነው ፤ አለ።

28 (ሙሳ)፡- የምሥራቅና ፡ የምዕራብ ፡ በመካከላቸውም ፡ ያለው ፡ ነገር ፡ ሁሉ ፡ ጌታ ፡ ነው ፡ ታውቁ ፡ እንደ ሽናችሁ ፡ (እመነብት) ፡ አለው።

29 (ፈርዖን)፡- ከኔ ፡ ሌላ ፡ አምላክን ፡ ብትይዙ ፡ በውነቱ ፡ ከእስረኞቹ ፡ አደርግሃለሁ ፡ አለ።

30 (ሙሳ)፡- በግልጽ ፡ አስረጅ ፡ ብመጣህም ፡ እንኳ ? አለው።

31 እንግዲያውሁ ፡ ከውነተኞች ፡ እንደ ሽንክ ፡ (አስረጁን) ፡ አምጣው ፡ አለ።

32 በትሩንም ፡ ጣለ ፤ እርሷም ፡ ወዲያው ፡ ግልጽ ፡ እባብ ፡ ኾነች።

33 እጁንም ፡ አወጣ ፤ ወዲያውም እርሷ ፡ ለተመልካቾች ፡ (የምታበራ) ፡ ነጭ ፡ ኾነች።

34 (ፈርዖን) ፡ በዙሪያው ፡ ላሉት ፡ መማክርት ፡ ይህ ፡ በእርግጥ ፡ ዐዋቂ ፡ ድግምተኛ ፡ ነው ፤ አለ።

35 ከምድራችሁ ፡ በድግምቱ ፡ ሊያወጣችሁ ፡ ይፈልጋልና ፡ ምንን ፡ ታዛላችሁ ? (አላቸው)።

36 አሉት ፡— እርሱን ፡ ወንድሙንም ፡ አቆይና ፡ በየከተሞቹ ፡ ሰብሳቢዎችን ፡ ላክ።

37 በጣም ፡ ዐዋቂ ፡ ድግምተኞችን ፡ ሁሉ ፡ ያመጡልሃልና።

38 ድግምተኞቹም ፡ በታወቀ ፡ ቀን ፡ ቀጠሮ ፡ ተሰበሰቡ።

39 ለሰዎቹም ፡ እናንተ ፡ ተሰብስባችኋልን ? ተባለ።

40 ድግምተኞቹን ፡ እነሱ ፡ አሸናፊዎች ፡ ቢኾኑ ፡ እንከተል ፡ ዘንድ ፡ (ተባለ)።

41 ድግምተኞቹም ፡ በመጡ ፡ ጊዜ ፡ ለፈርዖን ፡— እኛ ፡ አሸናፊዎች ፡ ብንኾን ፡ ለኛ ፡ በርግጥ ፡ ዋጋ ፡ አለን ? አሉት ።

42 አዎን ፤ እናንተም ፡ ያን ፡ ጊዜ ፡ ከባለሚሎቹ ፡ ትኾናላችሁ ፡ አላቸው ።

43 ሙሳ ፡— ለነርሱ ፡ እናንተ ፡ የምትጥሉትን ፡ ጣሉ ፡ አላቸው ።

44 ገመዶቻቸውንና ፡ በትሮቻቸውንም ፡ ጣሉ ፤ በፈርዖንም ፡ ክብር ፡ ይኾንብን ፤ እኛ ፡ በእርግጥ ፡ አሸናፊዎቹ ፡ እኛ ፡ ነን ፤ አሉ ።

45 ሙሳም ፡ በትሩን ፡ ጣለ ፤ ወዲያውም ፡ እርሷ ፡ የሚያስመስሉትን ፡ ሁሉ ፡ ትውጣላች ።

46 ድግምተኞቹም ፡ ሰጋጀች ፡ ኾነው ፡ ወደቁ ።

47 (እነሱም) ፡ አሉ ፡— በዓለማት ፡ ጌታ ፡ አመንን ፤

48 በሙሳና ፡ በሃሩን ፡ ጌታ ።

49 ፈርዖንም) ፡ ለናንተ ፡ ሳልፈቅድላችሁ ፡ በፈት ፡ ለርሱ ፡ አመናችሁን ? እርሱ ፡ ያ ፡ ድግምትን ፡ ያስተማራችሁ ፡ ታላቃችሁ ፡ ነው ፤ ወደፊትም ፡ (የሚያገኛችሁን) ፡ በእርግጥ ፡ ታውቃላችሁ ፤ እጆቻችሁንና ፡ እግሮቻችሁን ፡ (ቀኝና ፡ ግራን) ፡ በማናጋት ፡ እቆራርጣለሁ ፤ ሁላችሁንም ፡ እስቅላችኋለሁም ፡ አለ ።

50 (እነርሱም) ፡ አሉ ፡— ጉዳት ፡ የሰብንም ፤ እኛ ፡ ወደ ጌታችን ፡ ተመላሾች ፡ ነን ።

51 እኛ ፡ የምእምናን ፡ መጀመሪያ ፡ በመኾናችን ፡ ጌታችን ፡ ኅጢአ

ቶቻችንን ፡ ለኛ ፡ ሊምር ፡ እንከጅላለን ።

52 ወደ ሙሳም ፡—ባሮቹን ፡ ይዘህ ፡ ሌሊት ፡ ሺድ ፡ እናንተ ፡ የሚከተሉዎችሁ ፡ ናችሁና ፡ ስንል ፡ ላክን ።

53 ፈርዖንም ፡ በየከተሞቹ ፡ ሰብሳቢዎችን ፡ (እንዲህ ፡ ሲል) ፡ ላክ ፤

54 ፡—እነዚህ ፡ ጥቂቶች ፡ ጭፍሮች ፡ ናቸው ።

55 እነርሱም ፡ ለኛ ፡ አስቆጧዎች ፡ ናቸው ።

56 እኛም ፡ ብዙዎች ፡ ጥንቁቆች ፡ ነን ፤ (አለ) ።

57 አወጣናቸውም ፤ ከአትክልቶችና ፡ ከምንጮች ፤

58 ከድልቦችም ፡ ከመልካም ፡ መቀመጫዎችም ።

59 እንደዚሁ ፡ ለእስራኤል ፡ ልጆች ፡ አወረሰናትም ።

60 ፀሐይዋ ፡ ስትወጣም ፡ ተከተሉዋቸው ።

61 ሁለቱ ፡ ጭፍሮችም ፡ በተያዩ ፡ ጊዜ ፡ የሙሳ ፡ ጎዶች ፡ እኛ ፡ (የፈርዖን ፡ ሰዎች) ፡ የሚደርሱብን ፡ ነን ፡ አሉ ።

62 (ሙሳ) ፡— ተውዉ ! ጌታዬ ፡ ከኔ ፡ ጋር ፡ ነው ፤ በእርግጥ ፡ ይመራኛል ፤ አለ ።

63 ወደ ሙሳም ፡ ባሕሩን ፡ በበትርህ ፡ ምታው ፡ ስንል ፡ ላክንበት ፡ (መታውና) ፡ ተከፈለም ፤ ክፍሉም ፡ ሁሉ ፡ እንደ ፡ ታላቅ ፡ ጋራ ፡ ኾነ ።

64 እዚያም ፡ ዘንድ ፡ ሌሎችን ፡ አቀረብን ።

65 ሙሳንና : ከርሱ : ጋር : ያሉት ጎም : ሰዎች : ሁሉንም : አዳን ።

66 ከዚያም : ሌሎቹን : አስጠምን ።

67 በዚህ : ውስጥ : ታላቅ : ታምር : አለበት ፤ አብዛኞቻቸውም : አማኞች : አልነበሩም ።

68 ጌታህም : እርሱ : አሸናፊው : አዛኙ : ነው ።

69 በነሱም : (በሕዝቦችህ) : ላይ : የኢብራሂምን : ወሬ : አንብብ ላቸው ።

70 ለአባቴና : ለሕዝቦቼ : ምንን : ትግገዛላችሁ : ባለ : ጊዜ ፤

71 ጣዖታትን : እንግገዛለን ፤ እርሷ ጎም : በመግገዛት : ላይ : እንቆያለን ፤ አሉ ።

72 (እርሱም) : አለ :— በጠራች ሷቸው : ጊዜ : ይሰጧችኋልን?

73 ወይስ : ይጠቅሟችኋልን? ወይስ : ይጎዷችኋልን?

74 የለም : አባቶቻችን : እንደዚሁ : ሲሠሩ : አገኘን : አሉት ።

75 ትግገዙት : የነበራችሁትን : አስተዋላችሁን?

76 እናንተም : የቀድሞዎቹ : አባቶቻችሁም : (የተገዛችሁትን) ፤

77 እነሱም : (ጣዖቶቹ) : ለኔ : ጠላቶች : ናቸው ፤ ግን : የዓለማት : ጌታ : ሲቀር : (እርሱ : ወዳጄ : ነው) ።

78 (እርሱ) : ያ : የፈጠረኝ : ነው ፤ እርሱም : ይመራኛል ።

79 ያም : እርሱ : የሚያበላኝና : የሚያጠጣኝ : ነው ።

80 በታመምኩም : ጊዜ : እርሱ : ያሸረኛል ።

81 ያም : የሚገድለኝ : ከዚያም : ሕያው : የሚያደርገኝ : ነው ።

82 ያም : በፍርዱ : ቀን : ጎጢአቴን : ለኔ : ሲምር : የምክጅለው : ነው ።

83 ጌታዬ : ሆይ ! ዕውቀትን : ስጠኝ፤ በደጋጎቼም : ሰዎች : አስጠጋኝ።

84 በኋለኞቹም : ሕዝቦች : ውስጥ : ለኔ : መልካም : ዝናን : አድርግልኝ ።

85 የጸጋይቱን : ገነት : ከሚወርሱትም : አድርገኝ ።

86 ለአባቴም : ማር ፤ እርሱ : ከተላላቱት : ነበረና ።

87 በሚቀሰቀሱበት : ቀንም : አታዋርደኝ ፤

88 ገንዘብም : ልጆችም : በማይጠቅሙበት : ቀን ፤

89 ወደ : አላህ : በንጹህ : ልብ : የመጣ : ሰው : ቢኾን : እንጅ ።

90 ገነትም : ለፈሪዎች : በምትቀረብበት : (ቀን) ፤

91 ገሀነምም : ለጠማሞች : በምትገለጽበት : (ቀን) ፤

92 ለነሱም : በሚባል : ቀን : ትግገዟቸው : የነበራችሁት : የት : ናቸው ?

93 ከአላህ : ሌላ : ሲኾኑ : ይረዱዎችኋልን? ወይስ : (ለራሳቸው) : ይረዳሉን?

94 በውስጧም : እነሱና : ጠግሞቹ : በፊቶቻቸው : ተጥለው : ይንከባለሉ ፤

95 የሰይጣንም : ሰራዊቶች : መላውም : (ይጣላሉ) ።

96 እነርሱም : በርሷ : ውስጥ : የሚከራከሩ : ኾነው : ይላሉ ።

97 በአላህ : እንምላለን ፤ እኛ : በግልጽ : መሳሳት : ውስጥ : ነበርን ።

98 (ጣዖቶቹን) : በዓለማት : ጌታ : ባስተካከልናችሁ : ጊዜ ።

99 አመጣኞቹም : እንጅ : ሌላ : አላሳሳተንም ።

100 ከአማላጆችም : ለኛ : ምንም : የለንም ።

101 አዛኝ : ወዳጄም : (የለንም) ።

102 ለኛም : አንዲት : ጊዜ : መመለስ : በኖረችንና : ከአማኞቹ : በኾን : እንመኛለን : (ይላሉ) ።

103 በዚህ : ውስጥ : አስደናቂ : ግሣጼ : አለበት ፤ አብዛኞቻቸውም : አማኞች : አልነበሩም ።

104 ጌታህም : እርሱ : በእርግጥ : አሸናፊው : አዛኙ : ነው ።

105 የኑሕ : ሕዝቦች : መልክተኞችን : አስተባበሉ ።

106 ወንድማቸው : ኑሕ : ለነሱ : ባላቸው : ጊዜ :— አትጠነቀቁምን?

107 እኔ : ለናንተ : ታማኝ : መልክተኛ : ነኝ ።

108 አላህንም : ፍሩ ፤ ታዘዙኝም ።

109 በርሱም : ላይ : ምንም : ዋጋ : አልጠይቃችሁም ፤ ዋጋዬ : በዓለማት : ጌታ : ላይ : እንጅ : በሌላ : ላይ : አይደለም ።

110 አላህንም : ፍሩ ፤ ታዘዙኝም ።

111 (እነርሱም) : ወራዶቹ : የተከተሉህ : ኾነህ : ለአንተ : እናምናለን? አሉት ።

112 (እርሱም) : አላቸው :— ይሠሩት : በነበሩት : ነገር : ምን : ዕውቀት : አለኝ ፤

113 ምርመራቸው : በጌታዬ : ላይ : እንጅ : በሌላ : ላይ : አይደለም ፤ ብታውቁ : ኖሮ : (ይህንን : ትረዱ : ነበር) ፤

114 እኔም : አማኞችን : አባራሪ : አይደለሁም ፤

115 እኔ : ግልጽ : አስፈራሪ : እንጅ : ሌላ : አይደለሁም ።

116 :—ኑሕ : ሆይ ! (ከምትለው) : ባትከለክል : በእርግጥ : ከሚወገሩት : ትኾናለህ : አሉት ።

117 (እርሱም) : አለ :— ጌታዬ : ሆይ ! ሕዝቦቹ : አስተባበሉኝ ፤

118 በኔና : በነርሱም : መካከል : (ተገቢ) : ፍርድን : ፍረድ ፤ አድነኝም ፤ ከኔ : ጋር : ያሉትንም : ምእምናን ።

119 እርሱንም : ከርሱ : ጋር : ያለውንም : ሁሉ : በተመላው : መርከብ : ውስጥ : አዳን ።

120 ከዚያም : በኋላ : ቀሪዎቹን : አስጠምን ።

121 በዚህ : ውስጥ : ታላቅ : ግሣጼ : አለበት ፤ አብዛኞቻቸውም : አማኞች : አልነበሩም ።

122 ጌታህም : እርሱ : በእርግጥ : አሸናፊው : አዛኙ : ነው ።

123 ዓድ : መልክተኞችን : አስተባበለች ፤

124 ወንድማቸው : ሁድ : ለነርሱ : ባላቸው : ጊዜ :—አትጠነቀቁምን?

125 እኔ : ለናንተ : ታማኝ : መልክተኛ : ነኝ ።

126 አላህንም : ፍሩ : ታዘዙኝም ።

127 በርሱም : ላይ : ምንም : ዋጋ : አልጠምናችሁም ፤ ዋጋዬ : በዓለ

ማት : ጌታ : ላይ : እንጅ : በሌላ :
 ላይ : አይደለም ።

128 የምትጫወቱ : ሽናችሁ : በከፍ
 ተኛ : ስፍራ : ሁሉ : ላይ : ምልክ
 ትን : ትገነባላችሁን ?

129 የውሃ : ማጠራቀሚያዎችንና :
 ሕንጻዎችንም : ዘለለም : መኖ
 ርን : የምትከጅሉ : ሽናችሁ :
 ትሠራላችሁን ?

130 በቀጣችሁም : ጊዜ : ጨካኞች :
 ሽናችሁ : ትቀጣላችሁን ?

131 አላህንም : ፍሩ ፤ ታዘዙኝም ።

132 ያንንም : በምታውቁት : (ጸጋ) :
 ያጣቀማችሁን : ፍሩ ።

133 በእንሳሳዎችና : በልጆች : ያጣቀ
 ማችሁን ፤

134 በአትክልቶችና : በምንጮችም ፤

135 እኔ : በናንተ : ላይ : የታላቅን :
 ቀን : ቅጣት : እፈራሲሁና ።

136 (እነርሱም) : አሉ :— ብትገሥ
 ጽም : ወይም : ከገሣጮቹ : ባትኾ
 ንም : በኛ : ላይ : እኩል : ነው ፤
 (ያለንበትን : አንላቅም) ፤

137 ይህ : የፈተኞቹ : ሰዎች : ጠባይ :
 እንጅ : ሌላ : አይደለም ።

138 እኛም : የምንቅቀጣ : አይደለ
 ንም : (አሉ) ።

139 አስተባበሉትም ፤ አጠፋኛቸውም፤
 በዚህም : ውስጥ : እርግጠኛ : ግ
 ሣጼ : አለበት ፤ አብዛኞቻቸውም :
 ምእምናን : አልነበሩም ።

140 ጌታህም : እርሱ : በእርግጥ :
 አሸናፊው : አዛኙ : ነው ።

141 ሠሙድ : መልክተኞችን : አስተ
 ባበለች ፤

142 ወንድማቸው : ሷሊሕ : ለነርሱ :
 ባላቸው : ጊዜ :— አትጠነቀቁ
 ምን ?

143 እኔ : ለናንተ : ታማኝ : መልክ
 ተኛ : ነኝ ፤

144 አላህንም : ፍሩ ፤ ታዘዙኝም ።

145 በርሱም : ላይ : ምንም : ዋጋ :
 አልለምናችሁም ፤ ዋጋዬ : በዓ
 ለማት : ጌታ : ላይ : እንጅ : በ
 ሌላ : ላይ : አይደለም ።

146 በዚያ : እዚህ : ባለው : (ጸጋ) :
 ውስጥ : የረከችሁ : ሽናችሁ : ት
 ትተዋላችሁን ?

147 በአትክልቶችና : በምንጮች :
 ውስጥ ፤

148 በአዝመራዎችም : ፍሬዎ : የበሰለ :
 በኾነች : ዘንባባም፤ (ውስጥ :
 ትተዋላችሁን?)

149 ብልሆች : ሽናችሁ : ከጋራዎች :
 ቤቶችንም : ትጠርባላችሁ ።

150 አላህንም : ፍሩ ፤ ታዘዙኝም ።

151 የወሰን : አላፈዎችንም : ትዕዛዝ :
 አትከተሉ ፤

152 የነዚያን : በምድር : ላይ : የሚያ
 ጠፋትንና : የማያበጁትን ።

153 (እነሱም) : አሉ :— አንተ :
 በብዙ : ከተደገመባቸው : ሰዎች :
 ብቻ : ነህ ፤

154 አንተ : ብጢያችን : ሰው : እንጅ :
 ሌላ : አይደለህም ፤ ከውነተኛ
 ችም : እንደ : ኾንክ : ተአምርን :
 አምጣ ።

155 (እርሱም) : አለ :— ይህች : ግመል
 ናት ፤ ለርሷ : የመጠጥ : ፋንታ :
 አላት ፤ ለናንተም : የታወቀ :
 ቀን : ፋንታ : አላችሁ ፤

156 በክፉም : አትንኳት ፤ የታላቅ :
 ቀን : ቅጣት : ይይዛችኋልና ።

157 ወንትም ፤ ወዲያውም : ተጸጸ
 ችች : ኾነው : አነጉ ።

158 ቅጣቱም : ያዛቸው ፤ በዚህም :
 ውስጥ : ግሣጼ : አለበት ፤ አብ
 ዛኞቻቸውም : ምእምናን : አል
 ነበሩም ።

159 ጌታህም : እርሱ : በእርግጥ :
 አሸናፊው : አዛኙ : ነው ።

160 የሉጥ : ሕዝቦች : መልክተኞ
 ችን : አስተባበሉ ፤

161 ወንድማቸው : ሉጥ : ለነርሱ :
 ባለ : ጊዜ :— አትጠነቀቁምን?

162 እኔ : ለናንተ : ታማኝ : መልክ
 ተኛ : ነኝ ።

163 አላህንም : ፍሩ ፤ ታዘዙኝም ።

164 በርሱም : ላይ : ምንም : ዋጋ :
 አልለምናችሁም ፤ ዋጋዬ : በዓ
 ለማት : ጌታ : ላይ : እንጅ : በ
 ሌላ : ላይ : አይደለም ፤

165 ከዓለማት : ሰዎች : ወንዶችን :
 ትመጣላችሁን ?

166 ከሚስቶቻችሁም : ጌታችሁ :
 ለናንተ : የፈጠረላችሁን : ትተ
 ዋላችሁን ? በውነቱ : እናንተ :
 ወሰን : አላፈዎች : ሕዝቦች :
 ናችሁ ።

167 (እነርሱም) : አሉ :— ሉጥ :
 ሆይ ! ባትከለክል : በእርግጥ :
 (ከእገር) : ከሚወጣውት : ትኾ
 ናለህ ፤

168 (እርሱም) : አለ :— እኔ : ሥራ
 ችሁን : ከሚጠሉት : ሰዎች :
 ነኝ ።

169 ጌታዬ : ሆይ ! እኔንም : ቤተሰ
 በቼንም : ከሚሠሩት : ሥራ :
 (ቅጣት) : አድነን ።

170 እርሱንም : ቤተ : ሰባቸንም :
 በጠቅላላ : አዳንናቸው ።

171 በቀሪዎቹ : ውስጥ : የኾነች :
 አርጊት : ብቻ : ስትቀር : (እርሷ :
 ጠፋች) ።

172 ከዚያም : ሌሎቹን : አጠፋን ።

173 በነሱም : ላይ : (የደንጊያ) : ዝና
 ምን : አዘነምንባቸው ፤ የተሰፈ
 ራሪዎቹም : ዝናም : ከፋ ።

174 በዚህ : ውስጥ : አስደናቂ : ታምር :
 አለበት ፤ አብዛኞቻቸውም : ምእ
 ምናን : አልነበሩም ።

175 ጌታህም : እርሱ : በእርግጥ :
 አሸናፊው : አዛኙ : ነው ።

176 የአይክት : ሰዎች : መልክተኞ
 ችን : አስተባበሉ ፤

177 ቩዕይብ : ለነርሱ : ባላቸው :
 ጊዜ :— አትጠነቀቁምን ?

178 እኔ : ለናንተ : ታማኝ : መልክ
 ተኛ : ነኝ ፤

179 አላህንም : ፍሩ ፤ ታዘዙኝም ፤

180 በርሱም : ላይ : ምንም : ዋጋ :
 አልጠይቃችሁም ፤ ዋጋዬ : በዓለ
 ማት : ጌታ : ላይ : እንጅ : በሌላ :
 ላይ : አይደለም ።

181 ስፍርን : ምሉ ፤ ከአጉዳዮቹም :
 አትኹኑ ።

182 በትክክለኛ : ሚዛንም : መዘኑ ።

183 ሰዎችንም : ነገሮቻቸውን : አታ
 ጉድሉባቸው ። በምድርም : ላይ :
 አጥፊዎች : ሽናችሁ : አታበላሹ።

184 ያንንም : የፈጠራችሁን : የቀድ
 ሞዎቹንም : ፍጡሮች : (የፈጠ
 ረውን) : ፍሩ ።

185 አሉ :— አንተ : በብዛት : ከተደ
 ገመባቸው : ሰዎች : ነህ ፤


- 186 አንተም : ብጢያችን : ሰው : እንጅ : ሌላ : አይደለም ፤ እነሆ : ከውሸታሞች : ነህ : ብለን : እንጠረጥርሃለን ፤
- 187 ከውነተኞቹም : እንደኾንክ : በኛ : ላይ : ከሰማይ : ቁራጭን : ጣልብን ።
- 188 :—ጌታዬ : የምትሠሩትን : ሁሉ : ዐዋቂ : ነው ፤ አላቸው ።
- 189 አስተባብሎትም ፤ የጥላይቷ : ቀን : ቅጣትም : ያዛቸው ፤ እርሱ : የከባድ : ቀን : ቅጣት : ነበርና ።
- 190 በዚህ : ውስጥ : አስደናቂ : ታምር : አለበት ፤ አብዛኞቻቸውም : ምእምናን : አልነበሩም ።
- 191 ጌታህም : እርሱ : በእርግጥ : አሸናፊው : አዛኝ : ነው ።
- 192 እርሱም : (ቁርአን) : በእርግጥ : ከዓለማት : ጌታ : የተወረደ : ነው ።
- 193 እርሱን : ታማኝ : መንፈስ : (ጂብሪል) : አወረደው ፤
- 194 ከአስፈራሪዎቹ : (ነቢያት) : ጎኾን : ዘንድ : በልብህ : ላይ : (አወረደው) ፤
- 195 ግልጽ : በኾነ : ዐረብኛ : ቋንቋ ።
- 196 እርሱም : (ቁርአን) : በቀድሞዎቹ : መጻሕፍት : ውስጥ : (የተወሰነ) : ነው ።
- 197 የአስራኤል : ልጆች : ሊቃውንት : የሚያውቁት : መኾኑ : ለነርሱ : (ለመካከላዊ ስራዎች) : ምልክት : አይኾናቸውምን ?
- 198 ከአዕጃሞች : (1) ባንዱ : ላይ : ባወረደውም : ኖሮ :

1 ዐረብ : ካልኾኑት ።

- 199 በነርሱ : ላይ : ባነበበውም : በርሱ : አማኞች : አይኾኑም : ነበር ።
- 200 እንደዚሁ : (ማስተባበልን) : በተንኮለኞች : ልቦች : ውስጥ : አስገባነው ።
- 201 አሳማሚ : ቅጣትን : እስከሚያዩ : ድረስ : በርሱ : አያምኑም ።
- 202 እነርሱ : የማያውቁ : ሲኾኑ : (ቅጣቱ) : ድንገት : እስከሚመጣባቸውም : ድረስ : (አያምኑም) ።
- 203 (በመጣባቸው : ጊዜ) : እኛ : የምንቅቆይ : ነን ? እስከሚሉም ፤ (አያምኑም) ።
- 204 በቅጣታችን : ያቻኮላሉን ?
- 205 አየህን ? ብዙ : ዓመታትን : ብናጣቅማቸው :
- 206 ከዚያም : ያ : ይስፈራሩበት : የነበሩት : ቢመጣባቸው :
- 207 ይጣቀሙበት : የነበሩት : ሁሉ : ከነሱ : ምንም : አያበቃቃቸውም ።
- 208 አንዲትንም : ከተማ : ለርሷ : አስፈራሪዎች : ያሏት (ና : ያስተባበለች) : ኾና : እንጅ : አላጠፋንም ።
- 209 (ይህች) : ግሣጼ : ናት ፤ በዳዮችም : አልነበርንም ።
- 210 ሰይጣናትም : እርሱን : (ቁርአንን) : አላወረዱትም ።
- 211 ለነርሱም : አይገባቸውም ፤ አይችሉምም ።
- 212 እነርሱ : (የመላእክትን : ንግግር) : ከመስማት : የተከለከሉ : ናቸው ።

- 213 ከአላህም : ጋር : ሌላን : አምላክ : አትገዛ ፤ ከሚቀጥጡት : ትኾና ለሀና ።
- 214 ቅርቦች : ዘመዶችህንም : አስጠንቅቅ ።
- 215 ከምእምናንም : ለተከተሉህ : ሰዎች : ከንፍህን : ዝቅ : አድርግ ፤ (ልዝብ : ኹን) ።
- 216 እንቢ : ቢሉህም : እኔ : ከምትሠሩት : ንጹሕ : ነኝ : በላቸው ።
- 217 አሸናፊ : አዛኝ : በኾነው : (ጌታህ) : ላይም : ተጠጋ ።
- 218 በዚያ : ለሶላት : በምትቆም : ጊዜ : በሚያይህ ፤
- 219 በሰጋጆች : ውስጥ : መዘዋወርህንም : (በሚያየው : ጌታህ) : ላይ : ተጠጋ ፤
- 220 እነሆ : እርሱ : ሰሚው : ዐዋቂው : ነውና ።
- 221 ሰይጣናት : በማን : ላይ : እንደሚወርዱ : ልንገራችሁን ?

- 222 በውሸታም : ጎጢአተኛ : ሁሉ : ላይ : ይወርዳሉ ።
- 223 የሰሙትን : (ወደ : ጠንቋዮች) : ይጥላሉ ፤ አብዛኞቻቸውም : ውሸታሞች : ናቸው ።
- 224 ባለ : ቅኔዎችንም : ጠማማዎቹ : ይከተሉዋቸዋል ።
- 225 እነርሱ : በ(ንግግር) : ሸለቆ : ሁሉ : የሚዋልሉ : መኾናቸውን : አታይምን ?
- 226 እነሱም : የማይሠሩትን : ነገር : የሚናገሩ : መኾናቸውን : (አታይምን) ፤
- 227 እነዚያ : ያመኑና : መልካም : ሥራዎችን : የሠሩ : አላህንም : በብዛት : ያወሰሱ : ከተበደሉም : በኋላ : (በቅኔ) : የተከላከሉ : ሲቀሩ ፤ (እነርሱ : አይወቀሱም) ፤ እነዚያም : የበደሉ : (ከሞቱ : በኋላ) : እንዴት : ያለን : መመለስ : እንደሚመለሱ : በእርግጥ : ያውቃሉ ።



- 1 በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም : ርገሩህ : በጣም : አዛኝ : በኾነው ።
- 2 ለምእምናን : መሪና : ብስራት : ናት ።
- 3 ለነዚያ : ሶላትን : ለሚሰግዱት : ዘካንም : ለሚሰጡት : እነሱም : በመጨረሻይቱ : ሕይወት : እነሱ : የሚያረጋግጡ : ለኾኑት ።

4 እነዚያ ፡ በመጨረሻይቱ ፡ ዓለም ፡ የማያምኑት ፡ ለነሱ ፡ (ክፉ) ፡ ሥራዎቻቸውን ፡ ሸለምንላቸው ፤ (1) ስለዚህ ፡ እነርሱ ፡ ይዋልላሉ።

5 እነርሱ ፡ እነዚያ ፡ ክፉ ፡ ቅጣት ፡ ለነርሱ ፡ ያላቸው ፡ ናቸው ፤ እነሱም ፡ በመጨረሻይቱ ፡ ዓለም ፡ እነርሱ ፡ በጣም ፡ ከሳሪዎቹ ፡ ናቸው ።

6 አንተም ፡ ቁርአንን ፡ ጥበበኛና ፡ ዐዋቂ ፡ ከኾነው ፡ (ጌታህ) ፡ ዘንድ ፡ በእርግጥ ፡ ትስሰጣለህ ።

7 ሙሳ ፡ ለቤተሰቦቹ ፡ -እኔ ፡ እሳትን ፡ አየሁ ፡ ከርሷ ፡ ወሬን ፡ አመጣላችኋለሁ ፤ ወይም ፡ ትሞቁ ዘንድ ፡ የተለኮሰ ፡ ችቦን ፡ አመጣላችኋለሁ ፡ ባለ ፡ ጊዜ ፡ (የኾነውን ፡ አውሳላቸው) ።

8 በመጣትም ፡ ጊዜ ፡ እንዲህ ፡ በማለት ፡ ተጠራ ፤ -በእሳቲቱ ፡ ያለው ፡ ሰውና ፡ በዙሪያዎ ፡ ያሉም ፡ ሁሉ ፡ ተባረኩ ፤ የዓለማትም ፡ ጌታ ፡ አላህ ፡ ጥራት ፡ ይገባው ፤

9 ሙሳ ፡ ሆይ ! እነሆ ፡ እኔ ፡ አሸናፊው ፡ ጥበበኛው ፡ አላህ ፡ ነኝ ።

10 በትርህንም ፡ ጣል ፡ (ተባለ ፡ ጣለም) ፤ እርሷ ፡ እንደ ፡ ትንሽ ፡ እባብ ፡ በፍጥነት ፡ ስትሰለከለክ ፡ ባያትም ፡ ጊዜ ፡ ፊቱን ፡ ዞር ፡ ሸሸ ፤ አልተመለሰምም ፤ ሙሳ ፡ ሆይ ! አትፍራ ፤ እኔ ፡ መልክተኞቹ ፡ እኔ ፡ ዘንድ ፡ አይፈሩምና ፤

11 ግን ፡ የበደለ ፡ ሰው ፡ ከዚያም ፡ ከመጥፎ ፡ ሥራው ፡ በኋላ ፡ መልካምን ፡ የለወጠ ፡ እኔ ፡ መሐሪ ፡ አዛኝ ፡ ነኝ ፤

12 እጅህንም ፡ በአንገትጌህ ፡ ውስጥ ፡ አግባ ፤ ያለነውር ፡ (ያለ ፡ ለምጽ) ፡ ነጭ ፡ ኾና ፡ ትወጣለችና ፤ በዘጠኝ ፡ ታምራት ፡ ወደ ፡ ፈርዖንና ፡ ወደ ፡ ሕዝቦቹ ፡ (ኺድ) ፤ እነርሱ ፡ አመጠኞች ፡ ሕዝቦች ፡ ናቸውና ።

13 ታምራታችንም ፡ ግልጽ ፡ ኾና ፡ በመጣቻቸው ፡ ጊዜ ፡ ይህ ፡ ግልጽ ድግምት ፡ ነው ፤ አሉ ።

14 ነፍሶቻቸውም ፡ ያረጋገጧት ፡ ሲኾኑ ፡ ለበደልና ፡ ለኩራት ፡ በርሷ ፡ ካዱ ፤ የአመጸኞችም ፡ ፍጻሜ ፡ እንዴት ፡ እንደ ፡ ነበረ ፡ ተመልከት ።

15 ለዳውድና ፡ ለሱለይማንም ፡ ዕውቀትን ፡ በእርግጥ ፡ ሰጠናቸው ፤ አሉም ፡ -ምስጋና ፡ ለአላህ ፡ ለዚያ ፡ ከምእምናን ፡ ባሮቹ ፡ በብዙዎቹ ፡ ላይ ፡ ላበለጠን ፡ ይገባው ።

16 ሱለይማንም ፡ ዳውድን ፡ ወረሰ ፤ አለም ፡ -ሰዎች ፡ ሆይ ! የበራርን ፡ ንግግር ፡ (የወፍን ፡ ቋንቋ) ፡ ተስተማርን ፤ ከነገሩም ፡ ሁሉ ፡ ተሰጠን ፤ ይህ ፡ እርሱ ፡ በእርግጥ ፡ ግልጽ ፡ የኾነ ፡ ችሮታ ፡ ነው ።

17 ለሱለይማንም ፡ ሰራዊቶቹ ፡ ከጋኔን ፡ ከሰውም ፡ ከበራሪም ፡ የኾኑት ፡ ተሰበሰቡ ፤ እነሱም ፡ ይከመከማሉ ።

18 በጉንዳንም ፡ ሸለቆ ፡ በመጡ ፡ ጊዜ ፡ አንዲት ፡ ጉንዳን ፡ -እላንተ ፡ ጉንዳኖች ፡ ሆይ ! ወደ ፡ መኖሪያዎቻችሁ ፡ ግቡ ፤ ሱለይማንና ፡ ሰራዊቱ ፡ እነርሱ ፡ የማያውቁ ፡ ሲኾኑ ፡ አይሰባብሩዎችሁ ፡ አለች ።

19 ከንግግርዎም ፡ እየሳቀ ፡ ጥርሱን ፡ ፈገግ ፡ አደረገ ፤ ጌታዬ ፡ ሆይ !

ያቺን ፡ በኔና ፡ በወላጆቹ ፡ ላይ ፡ የለገሰካትን ፡ ጸጋህን ፡ እንዳመሰግን ፡ የምትወደውንም ፡ በጎ ፡ ሥራ ፡ እንደሠራ ፡ ምራኝ ፤ በችሮታህም ፡ በመልካሞቹ ፡ ባርኸህ ፡ ውስጥ ፡ አግባኝ ፡ አለ ።

20 በራሪዎቹንም ፡ ተመለከተ ፤ አለም ፡ -ሁድሁድን ፡ (1) ለምን ፡ አላየውም ! በውነቱ ፡ ከራቁት ፡ ነበርን ?።

21 ብርቱን ፡ ቅጣት ፡ በእርግጥ ፡ እቀጣዋለሁ ፤ ወይም ፡ በእርግጥ ፡ ዐርደዋለሁ ፤ ወይም ፡ ግልጽ ፡ በኾነ ፡ አስረጅ ፡ ይመጣኛል ፡ (አለ) ።

22 (ወፉ) ፡ ዕሩቅ ፡ ያልኾነንም ፡ ጊዜ ፡ ቆዩ ፤ አለም ፡ - ያላወቅከውን ፡ ነገር ፡ አወቅኩ ፤ ከሰበእም ፡ እርግጠኛን ፡ ወሬ ፡ አመጣሁልህ ፤

23 እኔ ፡ የምትገዛቸው ፡ የኾነችን ፡ ሴት ፡ ከነገሩም ፡ ሁሉ ፡ የተሰጠችን ፡ አገኘሁ ፤ ለርሷም ፡ ታላቅ ፡ ዙፋን ፡ አላት ፤

24 እርስዎንም ፡ ሕዝቦችዎንም ፡ ከአላህ ፡ ሌላ ፡ ለፀሐይ ፡ ሲሰግዱ ፡ አገኘኋቸው ፤ ሰይጣንም ፡ ለነሱ ፡ ሥራዎቻቸውን ፡ ሸልሞላቸዋል ፤ ከውነተኛውም ፡ መንገድ ፡ አግዷቸዋል ፤ ስለዚህ ፡ እነሱ ፡ (ወደ ፡ እውነት) ፡ አይመሩም ።

25 ለዚያ ፡ በሰማያትና ፡ በምድር ፡ የተደበቀውን ፡ ለሚያወጣው ፤ የምትሸሽጉትንና ፡ የምትገልጹትንም ፡ ሁሉ ፡ ለሚያውቀው ፡ አላህ ፡ እንዳይሰግዱ ፡ (ሰይጣን ፡ አግዷቸዋል) ።

26 አላህ ፡ ከርሱ ፡ ሌላ ፡ አምላክ ፡

የለም ፤ የታላቁ ፡ ዐርሽ ፡ (ዙፋን) ፡ ጌታ ፡ ነው ።

27 (ሱለይማንም) ፡ አለ ፡ -እውነት ፡ እንደ ፡ ተናገርክ ፡ ወይም ፡ ከውሸታሞቹ ፡ እንደ ፡ ኾንክ ፡ ወደ ፡ ፊት ፡ እናያለን ፤

28 ይህንን ፡ ደብዳቤዬን ፡ ይዘህ ፡ ኺድ ፤ ወደነርሱም ፡ ጣለው ፤ ከዚያም ፡ ከነሱ ፡ ዘወር ፡ በል ፤ ምን ፡ እንደሚመልሱም ፡ ተመልከት ።

29 (እርሷም ፡ በደረሳት ፡ ጊዜ) ፡ አለች ፡ - እላንተ ፡ መማክርቶች ፡ ሆይ ! እኔ ፡ ክብር ፡ ያለው ፡ ጽሑፍ ፡ ወደኔ ፡ ተጣለ ፤

30 እርሱ ፡ ከሱለይማን ፡ ነው ፤ እርሱም ፡ በአላህ ፡ ስም ፡ እጅግ ፡ በጣም ፡ ርኅሩህ ፡ በጣም ፡ አዛኝ ፡ በኾነው ፤

31 በኔ ፡ ላይ ፡ አትኩሩ ፤ ታዛዥ ችም ፡ ኾናችሁ ፡ ወደኔ ፡ ኮ ፤ (የሚል ፡ ነው) ።

32 እላንተ ፡ መማክርቶች ፡ ሆይ ! በነገሪ ፡ (የሚበጀውን) ፡ ንገሩኝ ፤ እስከምትገኙልኝ ፡ ድረስ ፡ እንድንም ፡ ነገር ፡ ቆራጭ ፡ አይደለሁምና ፡ አለች ።

33 እኛ ፡ የገይል ፡ ባለ ፡ ቤቶች ፡ የብርቱ ፡ ጦርም ፡ ባለ ፡ ቤቶች ፡ ነን ፤ ግን ፡ ትእዛዙ ፡ ወደ ፡ አንቺ ፡ ነው ፤ ምን ፡ እንደምታገርም ፡ አስተውሊ ፡ አሏት ።

34 (እርሷም) ፡ አለች ፡ -ንጉሦች ፡ ከተማን ፡ (በገይል) ፡ በገቡባት ፡ ጊዜ ፡ ያበላሹዋታል ፤ የተከበሩ ፡ ሰዎችዎንም ፡ ወራዶች ፡ ያደርጋሉ ፤ እንደዚሁም ፡ (እነዚህ) ፡ ይሠራሉ ፤

1 መልካም ፡ አስመስለን ፡ አላየናቸው ።

1 የዘናብ ፡ ወፍን ።

35 እኔም ፡ ወደነርሱ ፡ ገጸ ፡ በረከትን ፡ የምልክና ፡ መልክተኞቹ ፡ በምን ፡ እንደሚመለሱ ፡ የምጠባበቅ ፡ ነኝ ።

36 (መልክተኛው) ፡ ሱለይማንንም ፡ በመጣው ፡ ጊዜ ፡ አለ ፡—በገን ዘብ ፡ ትረዱኛላችሁን ? አላህም ፡ የሰጠኝ ፡ ከሰጣችሁ ፡ የበለጠ ፡ ነው ፤ ይልቁንም ፡ እናንተ ፡ በገጸ ፡ በረከታችሁ ፡ ትደሰታላችሁ ።

37 ወደነሱ ፡ ተመለስ ፤ ለነሱም ፡ በርሷ ፡ ችሎታ ፡ በሌላቸው ፡ ሰራዊት ፡ እንመጣባቸዋለን ፤ ከርሷም ፡ እነርሱ ፡ የተዋረዱ ፡ ሆነው ፡ በእርግጥ ፡ እናወጣቸዋለን ፡ (አለ) ።

38 —እናንተ ፡ መኳንንቶች ፡ ሆይ ! መሰሊሞች ፡ ሆነው ፡ ሳይመጡኝ ፡ በፊት ፡ ዙፋንዎን ፡ የሚያመጣልኝ ፡ ማንኛችሁ ፡ ነው ? አለ ።

39 ከጋኔን ፡ ጎይለኛው ፡—ከችሎትህ ፡ ከመነሳትህ ፡ በፊት ፡ እኔ ፡ እርሱን ፡ አመጣልሃለሁ ፤ እኔም ፡ በርሱ ፡ ላይ ፡ ብርቱ ፡ ታማኝ ፡ ነኝ ፤ አለ ።

40 ያ ፡ እርሱ ፡ ዘንድ ፡ ከመጽሐፉ ፡ ዕውቀት ፡ ያለው ፡ ሰው ፡ (የተገለጸው) ፡ ዓይንህ ፡ ወደ ፡ አንተ ፡ ከመመለሱ ፡ በፊት ፡ እኔ ፡ እርሱን ፡ አመጣልሃለሁ ፡ አለ ፤ (እንደዚሁም ፡ አደረገ) ፤ እርሱ ፡ ዘንድ ፡ ረግቶ ፡ ባየውም ፡ ጊዜ ፡ ይህ ፡ ከጌታዬ ፡ ችሮታ ፡ ነው ፤ የማመሰግን ፡ ወይም ፡ የምክድ ፡ መኾኔን ፡ ሊሞክረኝ ፡ (ቸረልኝ) ፤ ያመሰገንም ፡ ሰው ፡ የሚያመሰግነው ፡ ለራሱ ፡ ነው ፤ የካደም ፡ ሰው ፡ ጌታዬ ፡ ከርሱ ፡ ተብቃቂ ፡ ቸር ፡ ነው ፡ አለ ።

41 ዙፋንዎን ፡ ለርሷ ፡ አሳስቱ ፤ ታውቀው ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ ወይም ፡ ከነዚያ ፡ ከማያውቁት ፡ ትኾን ፡ እንደ ፡ ሆነ ፡ እናያለን ፤ አላቸው ።

42 በመጣችሁም ፡ ጊዜ ፡— ዙፋንሽ ፡ እንደዚህ ፡ ነውን ? ተባለች ፤ እርሱ ፡ ልክ ፡ እርሱ ፡ ነው ፡ መሰለኝ ፡ አለች ፤ (ሱለይማን) ፡ ከርሷ ፡ በፊትም ፡ ዕውቀትን ፡ ተሰጠን ፡ መሰሊሞችም ፡ ነበርን ፡ (አለ) ።

43 ከአላህ ፡ ሌላ ፡ ትግገዛው ፡ የነበረችውንም ፡ ከለከላት ፤ እርሷ ፡ ከከሐዲዎች ፡ ሕዝቦች ፡ ነበረችና ።

44 ሕንጻውን ፡ ግቢ ፡ ተባለች ፤ ባየቼውም ፡ ጊዜ ፡ ባሕር ፡ ነው ፡ ብላ ፡ ጠረጠረችው ፤ ከባቶችዋም ፡ ገለጠች ፤ እርሱ ፡ ከመስተዋት ፡ የተለሰለሰ ፡ ሕንጻ ፡ ነው ፡ አላት ፤ ጌታዬ ፡ ሆይ ፡ እኔ ፡ ነፍሴን ፡ በደልኩ ፤ ከሱለይማንም ፡ ጋር ፡ ሆኜ ፡ ለዓለማት ፡ ጌታ ፡ ለአላህ ፡ ታዘዝኩ ፡ አለች ።

45 ወደ ፡ ሠሙድም ፡ ወንድማቸውን ፡ ሷሊሕን ፡ አላህን ፡ ተገዙ ፡ በማለት ፡ በእርግጥ ፡ ላክነው ፤ ወዲያውም ፡ እነሱ ፡ የሚነታረኩ ፡ ሁለት ፡ ጭፍሮች ፡ ሆኑ ።

46 ሕዝቦቹ ፡ ሆይ ! ከመልካሙ ፡ በፊት ፡ በክፋው ፡ (ቅጣትን ፡ አምጣብን ፡ በማለት) ፡ ለምን ፡ ታስቸኩላላችሁ ፤ ይታዘንላችሁ ፡ ዘንድ ፡ አላህን ፡ ምሕረትን ፡ አትለምኑምን ፡ አላቸው ።

47 ባንተና ፡ ከአንተም ፡ ጋር ፡ ባሉት ፡ ሰዎች ፡ ምክንያት ፡ ገደ ፡ ቢሰች ፡ ሆን ፡ አሉት ፤ ገደ ፡ ቢሰነታችሁ ፡ አላህ ፡ ዘንድ ፡ ነው ፤ ይልቁንም ፡

እናንተ ፡ የምትፈተኑ ፡ ሕዝቦች ፡ ናችሁ ፡ አላቸው ።

48 በከተማይቱም ፡ ውስጥ ፡ በምድር ፡ ውስጥ ፡ የሚያበላሹና ፡ የማያላምሩ ፡ ዘጠኝ ፡ ሰዎች ፡ ነበሩ ።

49 እርሱንና ፡ ቤተሰቦቹን ፡ ሌሊት ፡ ልንገድል ፡ ከዚያም ፡ ለዘመዱ ፡ የቤተሰቦቹን ፡ ጥፋት ፡ (መገደላቸውን) ፡ አላየንም ፤ እኛም ፡ እውነተኛች ፡ ነን ፡ ልንል ፡ በአላህ ፡ ተማማሉ ፡ አሉ ።

50 ትንኮልንም ፡ መከሩ ፤ እነርሱም ፡ የማያውቁ ፡ ሲሆኑ ፡ በተንኮላቸው ፡ አጠፋናቸው ።

51 የተንኮላቸውም ፡ መጨረሻ ፡ እንዴት ፡ እንደ ፡ ነበረ ፡ እኛ ፡ እነሱንም ፡ ሕዝቦቻቸውንም ፡ በሙሉ ፡ እንዴት ፡ እንዳጠፋናቸው ፡ ተመልከት ።

52 እሊህም ፡ በበደላቸው ፡ ምክንያት ፡ ባደዎች ፡ ሲሆኑ ፡ ቤቶቻቸው ፡ ናቸው ፤ በዚህም ፡ ውስጥ ፡ ለሚያውቁ ፡ ሕዝቦች ፡ አስደናቂ ታምር ፡ አለበት ።

53 እነዚያንም ፡ ያመኑትንና ፡ ከክሕደት ፡ ይጠነቀቁ ፡ የነበሩትን ፡ አዳን ።

54 ሉጥንም ፡ ለሕዝቦቹ ፡ ባለ ፡ ጊዜ ፡ (አስታውስ) ፤ እናንተ ፡ የምታዩ ፡ ስትኾኑ ፡ ጠያፍን ፡ ነገር ፡ ትሠራላችሁን ?

55 እናንተ ፡ ከሴቶች ፡ አልፋችሁ ፡ ወንዶችን ፡ ለመከጀል ፡ ትመጣላችሁን ? በውነቱ ፡ እናንተ ፡ የምትሳሳቱ ፡ ሕዝቦች ፡ ናችሁ ።

56 የሕዝቦቹም ፡ መልስ ፡ የሉጥን ፡ ቤተሰቦች ፡ ከከተማችሁ ፡ አውጡ ፡

እነርሱ ፡ የሚጥራሩ ፡ ሰዎች ፡ ናቸውና ፡ ማለት ፡ እንጅ ፡ ሌላ ፡ አልነበረም ።

57 እርሱንና ፡ ቤተሰቦቹንም ፡ አዳን ፤ ሚስቱ ፤ ብቻ ፡ ስትቀር ፤ (በጥፋቱ ፡ ውስጥ) ፡ ከቀሪዎቹ ፡ አደረግናት ።

58 በነርሱም ፡ ላይ ፡ (የደንጊያ) ፡ ዝናምን ፡ እዘነምንባቸው ፤ የተስፈራሪዎቹም ፡ ዝናም ፡ ከፋ ።

59 (ሙሐመድ ፡ ሆይ) ፡ በል ፡—ምስጋና ፡ ለአላህ ፡ ይግባው ፤ በነዚያም ፡ በመረጣቸው ፡ ባሮቹ ፡ ላይ ፡ ሰላም ፡ ይውረድ ፤ አላህ ፡ በላጭ ፡ ነውን ? ወይስ ፡ ያ ፡ የሚያጋሩት ? (ጣዖት) ።

60 ወይም ፡ ያ ፡ ሰማያትንና ፡ ምድርን ፡ የፈጠረና ፡ ከሰማይም ፡ ለናንተ ፡ ውሃን ፡ ያወረደው ? (ይበልጣል ? ወይስ ፡ የሚያጋሩት) ፤ በርሱም ፡ ባለ ፡ ውበት ፡ የኾኑትን ፡ የታጠሩ ፡ አትክልቶችን ፡ ዛፍዎን ፡ ልታበቅሉ ፡ ለናንተ ፡ ችሎታ ፡ ያልነበራችሁን ፡ አበቀልን ፤ ከአላህ ፡ ጋር ፡ ሌላ ፡ አምላክ ፡ አለን ? (የለም) ፤ ግን ፡ እነሱ (ከውነት) ፡ የሚያዘነብሉ ፡ ሕዝቦች ናቸው ።



61 ወይም ፡ ያ ፡ ምድርን ፡ መርጊያ ፡ ያደረገና ፡ በመካከሏም ፡ ወንዞችን ፡ ያደረገ ፡ ለርሷም ፡ ጋራዎችን ፡ ያደረገ ፡ በሁለቱ ፡ ባሕር ፡ ጥም ፡ (በጣፋጩና ፡ በጨው ፡ ባሕር) ፡ መካከል ፡ ግርዶን ፡ ያደረገ ፡ (ይበልጣል ? ወይስ ፡ የሚያጋሩት)? ከአላህ ፡ ጋር ፡

ሌላ : አምላክ : አለን ? ግን : አብዛኞቻቸው : አያውቁም ።

62 ወይም : ያ : ችግረኛን : በለመነው : ጊዜ : የሚቀበል : መከራንም : የሚያስወግድ : በምድርም : ላይ : ምትኮች : የሚያደርጋችሁ (ይበልጣልን ? ወይስ : የሚያጋሩት?) ከአላህ : ጋር : ሌላ : አምላክ : አለን ? ጥቂትንም : አትገሠጹም ።

63 ወይም : ያ : በየብስና : በባሕር : ጨለማዎች : ውስጥ : የሚመራችሁ : ነፋሶችንም : ከዝናሙ : በፊት : አብሳሪ : ኾነው : የሚልክ : (ይበልጣልን ? ወይስ : የሚያጋሩት?) ከአላህ : ጋር : ሌላ : አምላክ : አለን ? አላህ : (በርሱ) : ከሚያጋሩዎቸው : ሁሉ ላቀ ።

64 ወይም : ያ : መፍጠርን : የሚጀምር : ከዚያም : የሚመልሰው : ከሰማይና : ከምድርም : ሲላይን : የሚሰጣችሁ : አምላክ : (ይበልጣልን ? ወይስ : የሚያጋሩት ?) ከአላህ : ጋር : ሌላ : አምላክ : አለን ? እውነተኞች : እንደ : ኾናችሁ ፤ አስረጃችሁን : አምጡ : በላቸው ።

65 :-በሰማያትና : በምድር : ያለው : ሁሉ : ሩቅን : ምስጢር : አያውቅም ፤ ግን : አላህ : (ያውቀዋል) ፤ መቼ : እንደሚቀሰቀሱም : አያውቁም : በላቸው ።

66 በውነት : የመጨረሻይቱን : ግለም : (ኹኔታ) : ማወቃቸው : ተሟላን ? አይደለም : እነሱ : ከርሷ : በመጠራጠር : ውስጥ : ናቸው ፤ በውነትም : እነሱ : ከርሷ : ዕውሮች : ናቸው ።

67 እነዚያም : የካዱት : አሉ : — እኛም : አባቶቻችንም : ዐፈር : በኾን : ጊዜ : እኛ : (ከመቃብር) : የምንወጥጣ : ነን ?

68 ይህንን : እኛም : ከፊት : የነበሩት : አባቶቻችንም : በእርግጥ : ተቀጥረንበታል ፤ ይህ : የመጀመሪያዎቹ : ሰዎች : ተረቶች : እንጅ : ሌላ : አይደለም : (አሉ) ።

69 :-በምድር : ላይ : ኺዱ ፤ የአመጣኞችም : መጨረሻ : እንዴት : እንደ : ነበረ : ተመልከቱ : በላቸው ።

70 በነሱም : ላይ : አትዘን ፤ ከሚመክሩበህም : ነገር : በጭንቀት : ውስጥ : አትኹን ።

71 :-እውነተኞችም : እንደ : ኾናችሁ ፤ ይህ : ቀጠሮ : መቼ : ነው ? ይላሉ፤

72 :-የዚያ : የምትቻኩበት : ከፊሉ ለናንተ : የቀረበ : መኾኑ : ተረጋግጧል : በላቸው ።

73 ጌታህም : በሰዎች : ላይ : በእርግጥ : የችሮታ : ባለቤት : ነው ፤ ግን : አብዛኛዎቻቸው : አያመሰግኑም ።

74 ጌታህም : ልቦቻቸው : የሚደብቁትንና : የሚገልጹትን : ያውቃል።

75 በሰማይና : በምድር : ውስጥ : ምንም : የተደበቀ : ነገር : የለም : ገላጭ : በኾነው : መጽሐፍ : ውስጥ : ያለ : ቢኾን : እንጅ ።

76 ይህ : ቁርአን : በእስራኤል : ልጆች : ላይ : የዚያን : እነሱ : በርሱ : የሚለያዩበትን : አብዛኛውን : ይነግራል ።

77 እርሱም : ለምእምናን : መምሪያና : እዝነት : ነው ።

78 ጌታህ : በመካከላቸው : በትክክል : ፍርድ : ይፈርዳል ፤ እርሱም : አሸናፊው : ዐዋቂው : ነው ።

79 በአላህም : ላይ : ተጠጋ ፤ አንተ : ግልጽ : በኾነው : እውነት : ላይ : ነህና ።

80 አንተ : ሙታንን : አታሰማም ፤ ደንቆሮችንም : የሚተው : ኾነው : በዞሩ : ጊዜ : ጥሪን : አታሰማም ።

81 አንተም : (ልበ) : ዕውሮችን : ከጥመታቸው : አቅኚ : አይደለህም ፤ በአንቀጾቻችን : የሚያምኑትን : በስተቀር : አታሰማም ፤ እነሱ : ፍጹም : ታዛዦች : ናቸውና ።

82 በነሱም : ላይ : (የቅጣት) : ቃሉ : በተረጋገጠ : ጊዜ : ሰዎቹ : በአንቀጾቻችን : የማያረጋግጡ : እንደ : ነበሩ : የምትነግራቸውን : እንስሳ : ለነርሱ : ከምድር : እናወጣለን ።

83 ከሕዝቦቹም : ሁሉ : በአንቀጾቻችን : የሚያስተባብሉትን : ጭፍሮች : የምንሰበስብበትን : ቀን : (አስታውስ) ፤ እነሱም : ይከመከማሉ ።

84 በመጡም : ጊዜ : (አላህ) : ይላቸዋል :— በአንቀጾቹ : እርሷን : በማወቅ : ያለዳረሳችሁ : ስትኾኑ : አስተባበላችሁን ? ወይስ : ምንን : ትሠሩ : ነበራችሁ ?

85 በመበደላቸውም : በነሱ : ላይ : ቃሉ : ይፈጸምባቸዋል ፤ እነርሱም አይናገሩም ።

86 እኛ : ሌሊትን : በርሱ : ውስጥ : እንዲያርፉበት : ቀንንም : የሚያሳይ : እንደረግን : አያዩምን ?

ለሚያምኑ : ሕዝቦች : በዚህ : ውስጥ : ታምራቶች : አሉበት ።

87 በቀንዱም : በሚነፋ : ቀን : በሰማያት : ውስጥ : ያሉትና : በምድርም : ውስጥ : ያሉት : ሁሉ : አላህ : የሻው : ነገር : ብቻ : ሲቀር : በሚደነግጡ : ጊዜ : (የሚኾነውን : አስታውስ) ፤ ሁሉም : የተናነሱ : ኾነውም : ወደርሱ : ይመጣሉ ።

88 ጋራዎችንም : እርሷ : እንደ : ደመና : አስተላለፍ : የምታልፍ : ስትኾን : የቆመች : ናት : ብለህ : የምታስባት : ኾና : ታያታለህ ፤ የዚያን : ነገሩን : ሁሉ : ያጠነከረውን : የአላህን : ጥበብ : (ተመልከት) ፤ እርሱ : በምትሠሩት : ሁሉ : ውስጥ : ዐዋቂ : ነው ።

89 በመልካም : ሥራ : የመጣ : ሰው : ለርሱ : ከርስዋ : የበለጠ : ምንዳ : አለው ፤ እነርሱም : በዚያ : ቀን : ከድንጋጤ : ጸጥተኞች : ናቸው ።


90 በመጥፎም : የመጡ : ሰዎች : ፊቶቻቸው : በእሳት : ውስጥ : ይደፋሉ ፤ ትሠሩት : የነበራችሁትን : እንጅ : አትመነዱም : (ይባላሉ) ።

91 የታዘዘኩት : የዚህችን : አገር : ጌታ : ያንን : ክልል : ያደረጋትን : እንድግዛ : ብቻ : ነው ፤ ነገሩም : ሁሉ : የርሱ : ነው ፤ ከእስላሞችም : እንድኾን : ታዘዘላሁ : (በላቸው) ።

92 ቁርአንንም : እንዳነብ : (ታዘዘላሁ) ፤ የተመራም : ሰው : የሚመራው : ለራሱ : ብቻ : ነው ፤ የተሳሳተም : ሰው : እኔ : ከአስጠንቃ

ቂዎች: ነኝ: እንጅ: ሌላ: አይደለሁም: በለው::
93 ምስጋናም: ለአላህ: ነው: ፤ ታም ራቶቹን: ወደፊት: ያሳያችኋል ፤

ታውቋትም አላችሁ: በላቸው ፤
ጌታህም: ከምትሠሩት: ሁሉ: ዘንጊ: አይደለም ።



በአላህ: ስም: እጅግ: በጣም: ርኅሩህ: በጣም: አዛኝ: በኾነው።
1 ጠ.ሰ.መ. (ጣ: ሲን: ሚም) ።
2 ይህቺ: ገላጭ: ከሆነው: መጽሐፍ: አንቀጾች: ናት ።
3 ከሙሳና: ከፈርዖን: ዜና: እውነተኛች: ስንኾን: ለሚያምኑ: ሕዝቦች: ባንተ: ላይ: እናነባለን ።
4 ፈርዖን: በምድር: ላይ: ተንበጣረረ ፤ ነጥሪዎችዋንም: የተከፋፈሉ: ጓዶች: አደረጋቸው ፤ ከነሱ: ጭፍሮችን: ያዳክማል ፤ ወንዶች: ልጆቻቸውን: በብዛት: ያርዳል ፤ ሴቶቻቸውንም: ይተዋል ፤ እርሱ: ከሚያበላሹት: ሰዎች: ነበርና ።
5 በነዚያም: በምድር: ውስጥ: በተጨቆኑት: ላይ: ልንለግስ ፤ መሪዎችም: ልናደርጋቸው: ወራሾችም: ልናደርጋቸው: እንሻለን ።
6 ለነርሱም: በምድር: ላይ: ልናስመኝ: ፈርዖንንና: ሃማንንም: ሰራዊቶቻቸውንም: ከነሱ: ይፈሩት: የነበሩትን: ነገር: ልናሳያቸው: (እንሻለን) ።

7 ወደ: ሙሳም: እናት: — አጥቢው ፤ በርሱም: ላይ: በፈራሽ: ጊዜ: በባሕሩ: ውስጥ: ጣይው ፤ አትፍሪም ፤ አትዘኝም ፤ እኛ: ወዳንቺ: መላሾቹና: ከመልክተኞቹም: አድራጊዎቹ: ነንና: ማለትን: አመለከትን ።
8 የፈርዖን: ቤተሰቦችም: (መጨረሻው): ለነርሱ: ጠላት: ሕዘንም: ይኾን: ዘንድ: አነሱት ፤ ፈርዖንና: ሃማንም: ሰራዊቶቻቸውም: ጎጠአተኞች: ነበሩ ።
9 የፈርዖንም: ሚስት: ለኔ: የዓይኔ: መርጊያ: ነው ፤ ለአንተም ፤ አትግደሉት ፤ ሲጠቅመን: ወይም: ልጅ: አድርገን: ልንይዘው: ይከጀላልና: አልች ፤ እነርሱም: (ፍጹሚውን): የማያውቁ: ኾነው: (አነሱት) ።
10 የሙሳም: እናት: ልብ: ባዶ: ኾነ ፤ ከምእምናን: ትኾን: ዘንድ: በልቧ: ላይ: ባላጠነከርን: ኖሮ: ልትገልጸው: ቀርባ: ነበር ።
11 ለእኅቴም: ተከታተይው: አለኛት ፤ እርሱንም: እነሱ: የማያውቁ: ሲኾኑ: በሩቅ: ኾና: አየችው ።

12 (ወደናቱ: ከመመለሱ): በፊትም: አጥቢዎችን: (መጥባትን): በርሱ: ላይ: እርም: አደረገን ፤ (እኅቴ): ለናንተ: የሚያሳድጉላችሁን: እነርሱም: ለርሱ: ቅን: አገልጋዮች: የኾኑን: ቤተሰቦች: ላመልከታችሁን? አላችም ።
13 ወደናቱም: ዓይነዋ: እንድትረጋ: እንዳታዝንም: የአላህም: የተስፋ: ቃል: እርግጥ: መኾኑን: እንድታውቅ: መለስነው ፤ ግን: አብዛኞቻቸው: አያውቁም ።
14 ብርታቱንም: በደረሰና: በተስተካከለ: ጊዜ: ጥበብንና: ዕውቀትን: ሰጠነው ፤ እንዲሁም: መልካም: ሠሪዎችን: እንመነዳለን ።
15 ከተማይቱንም: ሰዎችዋ: በዝንጋቱ: ጊዜ: ላይ: ኾነው: ሳሉ: ገባ ፤ በርሷም: ውስጥ: የሚጋደሉን: ሁለት: ሰዎች: አገኘ ፤ ይህ: ከወገኑ: ነው ፤ ይህም: ከጠላቱ: ነው ፤ ያም: ከወገኑ: የኾነው: ሰው: በዚያ: ከጠላቱ: በኾነው: ሰው: ላይ: እርዳታን: ጠየቀው ፤ ሙሳም: በጡጫ: መታው ፤ ገደለውም ፤ ይህ: ከሰይጣን: ሥራ: ነው ፤ እርሱ: ግልጽ: አሳሳች: ጠላት: ነውና: አለ ።
16 ጌታዬ: ሆይ! እኔ: ነፍሴን: በደልኩ ፤ ለኔም: ማር: አለ ፤ ለርሱም: ምሕረት: አደረገለት ፤ እርሱ: መሐሪ: አዛኝ: ነውና ።
17 ጌታዬ: ሆይ! በኔ: ላይ: በመለገስህ: ይኾንብኝ: (ከሰሕተቱ: እጸጸታለሁ) ፤ ለአመጣኞችም: ፈጽሞ: ረዳት: አልኾንም: አለ ።
18 በከተማይቱም: ውስጥ: ፈሪ: የሚጠባበቅ: ኾኖ: አደረ ፤ በድ

ንገትም: ያ: ትላንት: እርዳታን: የጠየቀው: ሰው: በጨኸት: እርዳታን: ይጠይቀዋል ፤ ሙሳ: ለርሱ: — አንተ: በእርግጥ: ግልጽ: ጠማማ: ነህ: አለው ።
19 (ሙሳ): ያንን: እርሱ: ለሁለቱም: ጠላት: የኾነውን: ሰው: በገይል: ሊይዘው: በፈለገም: ጊዜ: ሙሳ: ሆይ! በትላንትናው: ቀን: ነፍሱን: እንደ: ገደልክ: ልትገድለኝ: ትፈልጋለህን? በምድር: ላይ: ጨካኝ: መኾንን: እንጅ: ሌላ: አትፈልግም ፤ ከመልካም: ሠሪዎችም: መኾንን: አትፈልግም ፤ አለው ።
20 ከከተማይቱም: ዳርቻ: አንድ: ሰው: እየሮጠ: መጣ ፤ ሙሳ: ሆይ! ሹማምንቶቹ: ሊገድሉህ: ባንተ: ይመካከራሉና: ውጣ ፤ እኔ: ላንተ: ከመካሪዎች: ነኝና: አለው ።
21 የፈራና: የሚጠባበቅ: ኾኖም: ከርሷ: ወጣ ፤ ጌታዬ: ሆይ! ከበደለኞቹ: ሕዝቦች: አድነኝ: አለ ።
22 ወደ: መድየን: አግጣጫ: ፊቱን: ባዞረ: ጊዜም: ጌታዬ: ቀጥተኛውን: መንገድ: ሊመራኝ: እከጅላለሁ: አለ ።
23 ወደ: መድየንም: ውሃ: በመጣ: ጊዜ: በርሱ: ላይ: ከሰዎች: ጭፍሮችን: (መንጋዎቻቸውን) የሚያጠጡ: ኾነው: አገኘ ፤ ከነሱ: በታችም: (ከውሃው: መንገዳቸውን): የሚከለክሉን: ሁለት: ሴቶች: አገኘ ፤ ነገራችሁ: ምንድን: ነው? አላቸው ፤ እረኞቹ: ሁሉ: (መንጋዎቻቸውን): እስከሚመልሱ: አናጠ

ጣም ፤ አባታችንም ፡ ትልቅ ፡
 ሺማግሌ ፡ ነው ፡ አሉት ።

24 ለሁለቱም ፡ አጠጣላቸው ፤ ከዚያም ፡ ወደ ፡ ጥላው ፡ ዘወር ፡ አለ ፤ ጌታዬ ፡ ሆይ ! እኔ ፡ ከመልካም ፡ ነገር ፡ ወደኔ ፡ ለምታወርደው ፡ ፈላጊ ፡ ነኝ ፡ አለ ።

25 ከሁለቱ ፡ አንደኛይቱም ፡ ከሕፍረት ፡ ጋር ፡ የምትኼድ ፡ ጥና ፡ መጣችው ፤ አባቴ ፡ ለኛ ፡ ያጠጣህልንን ፡ ዋጋ ፡ ሊሰጥህ ፡ ይጠራሃል ፤ አለችው ፤ ወደርሱ ፡ በመጣና ፡ ወሬውን ፡ በርሱ ፡ ላይ ፡ በተረከለትም ፡ ጊዜ ፡ አትፍራ ፤ ከበደለኞቹ ፡ ሕዝቦች ፡ ድነሃል ፡ አለው ።

26 ከሁለቱ ፡ አንደኛይቱም ፡ አባቴ ፡ ሆይ ፡ ቅጠረው ፤ ከቀጠርከው ፡ ሰው ፡ ሁሉ ፡ በላጩ ፡ ብርቱው ፡ ታማኙ ፡ ነውና ፡ አለችው ።

27 ስምንትን ፡ ዓመታት ፡ ልታገለግለኝ ፡ እኔ ፡ ከነዚህ ፡ ሁለት ፡ ሴቶች ፡ ልጆቹ ፡ አንዲቱን ፡ ላጋባህ ፡ እሻለሁ ፤ ዐሥርን ፡ ብትሞላም ፡ ከአንተ ፡ ነው ፤ ባንተ ፡ ላይ ፡ ማስቸገርንም ፡ አልሻም ፤ አላህ ፡ የሻ ፡ እንደ ፡ ጅን ፡ ከመልካሞቹ ፡ ሰዎች ፡ ጅኜ ፡ ታገኘኛለህ ፡ አለው ።

28 (ሙሳም) ፡ ይህ ፡ (ውለታ) ፡ በኔና ፡ ባንተ ፡ መካከል ፡ (ረጊ) ፡ ነው ፤ ከሁለቱ ፡ ጊዜያቶች ፡ ማንኛውንም ፡ ብፈጽም ፡ በኔ ፡ ላይ ፡ ወሰን ማለፍ ፡ የለም ፤ አላህም ፡ በምን ለው ፡ ላይ ፡ ምስክር ፡ ነው ፡ አለ ።

29 ሙሳም ፡ ጊዜውን ፡ በጨረሰና ፡ ከቤተሰቦቹ ፡ ጋር ፡ በኼደ ፡ ጊዜ ፡ ከጡር ፡ ተራራ ፡ ጎን ፡ እሳትን ፡ አየ ፤ ለቤተሰቡ ፡ (እዚህ) ፡ ቆዩ ፤

እኔ ፡ እሳትን ፡ አየሁ ፤ ከርሷ ፡ ወሬን ፡ ወይም ፡ ትሞቁ ፡ ዘንድ ፡ ከእሳት ፡ ትንታግን ፡ አመጣላችኋለሁ ፡ አለ ።

30 በመጣትም ፡ ጊዜ ፡ ከሸለቆው ፡ ቀኝ ፡ ዳርቻ ፡ ከዛሬቱ ፡ በኩል ፡ በተባረከችው ፡ ስፍራ ፡ ውስጥ ፡ ሙሳ ፡ ሆይ ! እኔ ፡ የዓለማት ፡ ጌታ ፡ አላህ ፡ እኔ ፡ ነኝ ፡ በማለት ፡ ተጠራ ።

31 በትርህንም ፡ ጣል ፡ (ተባለ) ፤ እንደ ፡ ትንሽ ፡ እባብ ፡ ስትሰለከለክ ፡ ባያትም ፡ ጊዜ ፡ ወደ ፡ ኋላ ፡ ዞሮ ፡ ሸሸ ፤ አልተመለሰምም ፤ ሙሳ ፡ ሆይ ! ተመለስ ፤ አትፍራም ፤ አንተ ፡ ከጥብቆቹ ፡ ነህና ፡ (ተባለም) ።

32 እጅህን ፡ በአንገትጌህ ፡ ውስጥ ፡ አግባ ፤ ያለ ፡ ነውር ፡ ነጭ ፡ ጥና ፡ ትወጣለችና ፤ ከንፍህንም ፡ ከፍርሃት ፡ (ለመዳን) ፡ ወዳንተ ፡ አጣብቅ ፤ እነዚህም ፡ ከጌታህ ፡ የኾኑ ፡ ወደ ፡ ፈርዖንና ፡ ወደ ፡ መኳንንቶቹ ፡ የሚደርሱ ፡ ሁለት ፡ አስረጅዎች ፡ ናቸው ፤ እነርሱ ፡ አመጣኞች ፡ ሕዝቦች ፡ ነበሩና ።

33 (ሙሳ) ፡ አለ ፡- ጌታዬ ፡ ሆይ ! እኔ ፡ ከነሱ ፡ ነፍሱን ፡ ገድያለሁ ፡ ስለዚህ ፡ እንዳይገድሉኝ ፡ እፈራለሁ ።

34 ወንድሜም ፡ ሃሩን ፡ እርሱ ፡ ምላሱ ፡ ከኔ ፡ የተባ ፡ ነው ፤ እውነተኛነቱንም ፡ የሚያረጋግጥልኝ ፡ ረዳት ፡ ጥና ፡ ከኔ ፡ ጋር ፡ ላከው ፡ እኔ ፡ ሊያስተባብሉኝ ፡ እፈራለሁና ።

35 (አላህም) ፡- ጠንቻህን ፡ በወንድምህ ፡ በእርግጥ ፡ እናበረታለን ፤ ለሁለታችሁም ፡ ስልጣንን ፡ እና

ደርጋለን ፡ ወደናንተም ፡ (በመጥፎ) ፡ አይደርሱም ፤ በታምራቶቻችን ፡ (ኺዱ) ፤ እናንተና ፡ የተከተላችሁም ፡ ሁሉ ፡ አሸናፊዎች ፡ ናችሁ ፡ አላችው ።

36 ሙሳም ፡ በታምራቶቻችን ፡ ግልጽ ፡ ጥንት ፡ በመጣባቸው ፡ ጊዜ ፡ ይህ ፡ የተቀጠፈ ፡ ድግማት ፡ እንጅ ፡ ሌላ ፡ አይደለም ፤ ይህንንም ፡ በመጀመሪያዎቹ ፡ አባቶቻችን ፡ ውስጥ ፡ አልሰማንም ፡ አሉ ።

37 ሙሳም ፡ ጌታዬ ፡ ከርሱ ፡ ዘንድ ፡ በቀጥታው ፡ መንገድ ፡ የመጣውን ፡ ሰው ፡ ምስጉኒቱም ፡ አገር ፡ ለርሱ ፡ የምትኾንለትን ፡ ሰው ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ፤ እነሆ ፡ በደለኞቹ ፡ አይድኑም ፡ አለ ።

38 ፈርዖንም ፡ እናንተ ፡ ጭፍሮች ፡ ሆይ ! ከኔ ፡ ሌላ ፡ ለናንተ ፡ አምላክን ፡ ምንም ፡ አላወቅሁም ፤ ሃማንም ፡ ሆይ ! ጭቃን ፡ ለኔ ፡ አቃጥልልኝ ፤ (ጡብ ፡ ሥራልኝ) ፤ ለኔም ፡ ከፍተኛ ፡ ሕንጻን ፡ ሥራልኝ ፤ ወደ ፡ ሙሳ ፡ አምላክ ፡ ልወጣ ፡ እከጅላለሁና ፤ እኔም ፡ ከውሸታሞቹ ፡ መኾኑን ፡ እጠረጥረዋለሁ ፡ አለ ።

39 እርሱም ፡ ሰራዊቶቹም ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ ያለ ፡ አግባብ ፡ ኮሩ ፤ እነርሱም ፡ ወደኛ ፡ የሚይመለሱ ፡ መኾናቸውን ፡ ጠረጠሩ ።

40 እርሱንም ፡ ሰራዊቱንም ፡ በጥብቅ ፡ ያዝናቸው ። በባሕርም ፡ ውስጥ ፡ ጣልናቸው ፤ የበደለኞች ፡ መጨረሻም ፡ እንዴት ፡ እንደ ፡ ነበረ ፡ ተመልከት ።

41 ወደ ፡ እሳት ፡ የሚጠሩ ፡ መሪዎችም ፡ አደረግናቸው ፤ በትንሣኤም ፡ ቀን ፡ አይረዱም ።

42 በይህችም ፡ ዘቅርቢቱ ፡ ዓለም ፡ ውስጥ ፡ እርግግንን ፡ አስከተልናቸው ፤ በትንሣኤም ፡ ቀን ፡ እነሱ ፡ ከሚባረሩት ፡ ናቸው ።

43 የፊተኞቹን ፡ የክፍል ፡ ዘመናት ፡ ሕዝቦችም ፡ ከአጠፋን ፡ በኋላ ፡ ለሰዎች ፡ የልብ ፡ ብርሃን ፡ መሪም እዝነትም ፡ ሲኾን ፡ ይገሠዱ ፡ ዘንድ ፡ ለሙሳ ፡ መጽሐፉን ፡ በእርግጥ ፡ ሰጠነው ።

44 ወደ ፡ ሙሳም ፡ ትእዛዝን ፡ ባወረድንለት ፡ ጊዜ ፡ (ከተራራው) ፡ በምዕራባዊው ፡ ጎን ፡ አልነበርክም ፤ ከተጣዱትም ፡ አልነበርክም ።

45 ግን ፡ እኛ ፡ (ከርሱ ፡ ኋላ) ፡ የክፍለ ፡ ዘመናትን ፡ ሰዎች ፡ አስገኘን ፤ በነሱም ፡ ላይ ፡ ዕድሜዎች ፡ ተራዘሙ ፤ በመድየንም ፡ ሰዎች ፡ ውስጥ ፡ ተቀማጭ ፡ በነሱ ፡ ላይ ፡ አንቀጾቻችንን ፡ የምታነብ ፡ አልነበርክም ፤ ግን ፡ እኛ ፡ ላኪዎችህ ፡ ኾን ፤

46 በጠራነውም ፡ ጊዜ ፡ በጡር ፡ ጎን ፡ አልነበርክም ፤ ግን ፡ ከአንተ ፡ በፊት ፡ ምንም ፡ አስፈራሪ ፡ ያልመጣቸውን ፡ ሕዝቦች ፡ ታስፈራራ ፡ ዘንድ ፡ ከጌታህ ፡ በኾነ ፡ ችሮታ ፡ (ላክንህ) ፡ ሊገሠዱ ፡ ይከጀላልና ።

47 እጆቻቸውም ፡ ባሳለፉት ፡ ምክንያት ፡ መከራ ፡ የምትነካቸውና ፡ ጌታችን ፡ ሆይ ! አንቀጾችህን ፡ እንድንከተል ፡ ከምእምናንም ፡ እንድንኾን ፡ ወደኛ ፡ መልክተኛን ፡ አትልክም ፡ ኖሯልን ? የሚሉ ፡ ባልኾኑ ፡ ኖሮ ፡ (አንልክም ፡ ነበር) ።

48 እውነቱም ፡ ከኛ ፡ ዘንድ ፡ በመጣላቸው ፡ ጊዜ ፡ ለሙሳ ፡ የተሰ

ጠው : ብጤ : አይሰሰጠውም :
 ኖሯልን? አሉ፤ ከዚህ : በፊት :
 ሙሳ : በተሰጠው : አልካዱም?
 የተረዳዱ : ሁለት : ድግምቶች :
 ናቸው : አሉ፤ እኛ : በሁሉም :
 ከሐዲዎች : ነንም : አሉ ።

49 ከአላህ : ዘንድ : የኾነን : መጽ
 ሐፍ : እርሱ : ከሁለቱም : ይበ
 ልጥ : ቅን : የኾነን : አምጡ፤
 እውነተኞች : እንደ : ኾናችሁ :
 (ብታመጡት) : እከተለዋለሁ :
 በላቸው ።

50 እኚ : ባይሉህም፤ (1) : የሚከተ
 ሉት፤ ዝንባሌዎቻቸውን : ብቻ :
 መኾኑን : ዕወቅ፤ ከአላህም :
 የኾነ : መምሪያ : ሳይኖረው :
 ዝንባሌውን : ከተከተለ : ሰው :
 ይበልጥ : የጠመመ : አንድም :
 የለም፤ አላህ : በደለኞች : ሕዝ
 ቦችን : አይመራምና ።

51 ይገሠዱም : ዘንድ : ቃልን : (ቁር
 አንን : በያይነቱ) : ለነርሱ : በእ
 ርግጥ : አስከታተልን ።

52 እነዚያ : ከርሱ : በፊት : መጽ
 ሐፍን : የሰጠናቸው : እነርሱ :
 በርሱ : ያምናሉ ።

53 በነሱ : ላይ : በሚነበብላቸውም :
 ጊዜ : በርሱ : አምነናል፤ እርሱ :
 ከጌታችን : የኾነ : እውነት : ነው፤
 እኛ : ከርሱ : በፊት : ሙሰሊሞች :
 ነበርን : ይላሉ ።

54 እነዚያ : በመታገሣቸው : ዋጋ
 ቸውን : ሁለት : ጊዜ : ይስሰ
 ጣሉ፤ ክፉውንም : ነገር : በበጎ :
 ምግባር : ይገፈትራሉ፤ ከሰጠ
 ናቸውም : ሲሳይ : ይለግሳሉ ።

55 ውድቅንም : ቃል : በሰሙ : 1

ጊዜ : ከርሱ : ይርቃሉ፤ ለኛ :
 ሥራዎቻችን : አሉን፤ ለናን
 ተም : ሥራዎቻችሁ : አሏችሁ፤
 ሰላም : በናንተ : ላይ : (ይኹን)፤
 ባለጌዎችን : አንፈልግም : ይላሉ፤

56 አንተ : የወደድከውን : ሰው :
 ፈጽሞ : አታቀናም፤ ግን : አላህ :
 የሚሻውን : ሰው : ያቀናል፤
 እርሱም : ቅኖቹን : ዐዋቂ : ነው ።

57 ከአንተ : ጋር : ቅንን : መንገድ :
 ብንከተል : ከምድራችን : እንባ
 ረራለን : አሉም፤ ከኛ : ዘንድ :
 (የተሰጠ) : ሲሳይ : ሲኾን : የነ
 ገሩ : ሁሉ : ፍሬዎች : ወደርሱ :
 የሚነዱበትን : ጸጥተኛ : ክልል :
 (መካን) : ለነሱ : አላስመቸናቸ
 ውምን ? ግን : አብዛኞቻቸው :
 አያውቁም ።

58 ከከተማም : ኑሮዋን : (ምቶት
 ዋን) : የካደችን : (ከተማ) : ያጠ
 ፋናት : ብዙ : ናት፤ እነዚህም :
 ከነሱ : በኋላ : ጥቂት : ጊዜ :
 እንጅ : ያልተኖረባቸው : ሲኾኑ :
 መኖሪያዎቻቸው : ናቸው፤ እኛ
 ም : (ከነሱ) : ወራሾች : ነበርን ።

59 ጌታህም : ከተሞችን : በዋናዋ :
 (ከተማ) : ውስጥ : አንቀጾቻች
 ንን : በነሱ : ላይ : የሚያነብ :
 መልክተኛን : እስከሚልክ : ድ
 ረስ : አጥፊ : አልነበረም፤ ከተ
 ሞችንም : ባለ : ቤቶቻቸው : በዳ
 ዮች : ኾነው : እንጅ : አጥፊ
 ዎች : አልነበርንም ።

60 ከማንኛውም : ነገር : የተሰጣ
 ችሁት፤ የቅርቢቱ : ሕይወት :
 ጥቅምና : ጌጧ : ነው፤ አላህ :
 ዘንድ : ያለውም : (ምንዳ) :
 በጣም : በላጭና : ዘውታሪ :
 ነው : አታውቁምን ?

1 መጽሐፉን : ባያምኑ ።

61 መልካምን : ተስፋ : ቃል : የገ
 ባንለትና : እርሱም : አግኚው :
 የኾነ : ሰው : የቅርቢቱን : ሕይ
 ወት : ጥቅም : እንዳስመቸነውና :
 ከዚያም : እርሱ : በትንሣኤ :
 ቀን : (ለእሳት) : ከሚቀረቡት :
 እንደ : ኾነው : ሰው : ነውን ?

62 (አላህ) : የሚጠራባቸውንና :
 እነዚያ : ተጋሪዎቹ : ትሉዋቸው :
 የነበራችሁት : የት : ናቸው ?
 የሚልበትን : ቀን : (አስታውስ)።

63 እነዚያ : በነሱ : ላይ : ቃሉ :
 የተረጋገጠባቸው : ይላሉ፡—ጌታ
 ችን : ሆይ : እነዚህ : እነዚያ :
 ያጠመምናቸው : ናቸው፤ እንደ :
 ጠመምን : አጠመምናቸው፤
 (ከነሱ) : ወዳንተ : ተጥራራን፤
 (1) እኛን : ይግዝተ : አልነበርም።

64 (አላህ) : የምታጋሩዋቸውንም :
 ጥሩ : ይባላሉ፤ ይጠሩዋቸዋልም፤
 ግን : ለነርሱ : አይመልሱላቸ
 ውም፤ ቅጣቱንም : ያያሉ፤
 እነሱ : ይመሩ : በነበሩ : ኖሮ :
 (አያዩትም : ነበር) ።

65 የሚጠራባቸውንና : ለመልክተ
 ችቹም : ምንን : መለሳችሁ :
 የሚልበትን : ቀን : (አስታውስ)።

66 በዚያም : ቀን : ወሬዎቹ : ሁሉ :
 በነርሱ : ላይ : ይሰውሩባቸዋል፤
 እነሱም : አይጠያዩቁም ።

67 የተጸጸተና : ያመነ : ሰውማ :
 መልካምንም : የሠራ : ከሚድ
 ኑት : ሊኾን : ይከጀላል ።

68 ጌታህም : የሚሻውን : ይፈጥ
 ራል፤ ይመርጣልም፤ ለነሱ :
 (ለሰዎቹ) : ምርጫ : የላቸውም፤

1 ከነሱ : ንጹሕነታችንን : ለእንተ : እንገል
 ጸለን ።

አላህ : ከማይግባባው : ሁሉ : ጠራ፤
 ከሚያጋሩዋቸውም : ላቀ ።

69 ጌታህም : ለቦቻቸው : የሚደብ
 ቁትንና : የሚገልጹትን : ሁሉ :
 ያውቃል ።

70 እርሱም : አላህ : ነው፤ ከርሱ :
 ሌላ : አምላክ : የለም፤ ምስጋና :
 በመጀመሪያይቱም : በመጨረሻ
 ይቱም : ዓለም : ለርሱ : ብቻ :
 ነው፤ ፍርዱም : የርሱ : ብቻ :
 ነው፤ ወደርሱም : ትመለሳላ
 ችሁ ።

71 አያችሁን ? (ንገሩኝ) : አላህ :
 በናንተ : ላይ : ሌሊትን : እስከ :
 ትንሣኤ : ቀን : ድረስ : ዘው
 ታሪ : ቢያደርገው : ከአላህ :
 ሌላ : ብርሃንን : የሚያመጣላ
 ችሁ : አምላክ : ማነው ? አትሰ
 ሙምን ? በላቸው ።

72 አያችሁን ? አላህ : በናንተ :
 ላይ : ቀንን : እስከ : ትንሣኤ :
 ቀን : ድረስ : ዘውታሪ : ቢያደ
 ርገው : ከአላህ : ሌላ : በውስጡ :
 የምታርፉበትን : ሌሊት : የሚያ
 መጣላችሁ : አምላክ : ማን : ነው?
 (ንገሩኝ) : አታስተውሉምን ?
 በላቸው ።

73 ከችሮታውም : ለናንተ : ሌሊት
 ንና : ቀንን : በውስጡ : ልታር
 ፉበት : ከትሩፋቱም : ልትፈል
 ጉበት : አመስጋኞችም : ልት
 ኾኑ : አደረገላችሁ ።

74 የሚጠራባቸውንም : ቀንና : እነ
 ዚያ : ተጋሪዎቹ : ትሉዋቸው :
 የነበራችሁት : የት : ናቸው ?
 የሚልበትን : (አስታውስ)፤

75 ከሕዝቦችም : ሁሉ : መስካሪን :
 እናወጣለን፤ (ያን፡ጊዜ) : እውነተ

ኛውም ፡ አምላክነት ፡ ለአላህ ፡ ብቻ ፡ መኾኑን ፡ ያውቃሉ ፤ ይቀጣጥፋት ፡ የነበሩትም ፡ ከነሱ ፡ ይጠፋቸዋል ።

76 ቃሩን ፡ ከሙሳ ፡ ነገዶች ፡ ነበር ፤ በነርሱም ፡ ላይ ፡ አመጠ ፤ ከድልቦችም ፡ ያንን ፡ መከፈቻዎቹ ፡ ብቻ ፡ የጋይል ፡ ባለቤቶች ፡ የኾኑ ፡ ጭፍሮችን ፡ (ሸክሙ) ፡ የሚከብድን ፡ ሰጠነው ፤ ወገኖቹ ፡ ለርሱ ፡ አትኩራ ፤ አላህ ፡ ኩራተኞችን ፡ አይወድምና ፡ ባሉት ፡ ጊዜ ፡ (አስታውስ) ።

77 አላህም ፡ በሰጠህ ፡ ሀብት ፡ የመጨረሻይቱን ፡ አገር ፡ ፈልግ ፤ ከቅርቢቱም ፡ ዓለም ፡ ፋንታህን ፡ አትርሳ ፤ አላህም ፡ ወደ ፡ አንተ ፡ መልካምን ፡ እንዳደረገልህ ፡ (ለሰዎች) ፡ መልካምን ፡ አድርግ ፤ በምድርም ፡ ውስጥ ፡ ማጥፋትን ፡ አትፈልግ ፤ አላህ ፡ አጥፊዎችን ፡ አይወድምና ፡ (አሉት) ።

78 (ሀብቱን) ፡ የተሰጠሁት ፡ እኔ ፡ ዘንድ ፡ ባለው ፡ ዕውቀት ፡ ብቻ ፡ ነው ፡ አለ ፤ አላህ ፡ ከርሱ ፡ በፊት ፡ ከክፍለ ፡ ዘመናት ፡ ሰዎች ፡ በኅይል ፡ ከርሱ ፡ ይበልጥ ፡ የበረቱትን ፡ (ሀብትን) ፡ በመሰብሰብም ፡ ይበልጥ ፡ የበዙትን ፡ በእርግጥ ፡ ያጠፋ ፡ መኾኑን ፡ አያውቅምን ? አመጠኞችም ፡ ከገጠሉቶቻቸው ፡ (ምሕረት ፡ የሚከተለውን ፡ ጥያቄ) ፡ አይጠየቁም ።

79 በሕዝቦቹም ፡ ላይ ፡ በጌጡ ፡ ውስጥ ፡ ኾኖ ፡ ወጣ ፤ እነዚያ ፡ ቅርቢቱን ፡ ሕይወት ፡ የሚፈልጉት ፡ ወይ ፡ ምኞታችን ፤ ቃሩን ፡ የተሰጠው ፡ ብጤ ፡ ምነው ፡ ለኛ ፡

በኖረን ፤ እርሱ ፡ የታላቅ ፡ ዕድል ፡ ባለቤት ፡ ነውና ፡ አሉ ።

80 እነዚያም ፡ ዕውቀትን ፡ የተሰጡት ፡— ወየላችሁ ፤ የአላህ ፡ ምንዳ ፡ ለአመነ ፡ ሰው ፡ መልካምንም ፡ ለሠራ ፡ በላጭ ፡ ነው ፤ ታጋሾችም ፡ እንጅ ፡ ሌላው ፡ አያገኛትም ፡ አሉ ።

81 በርሱም ፡ በቤቱም ፡ ምድርን ፡ ደረባን ፤ ለርሱም ፡ ከአላህ ፡ ሌላ ፡ የሚረዱት ፡ ጭፍሮች ፡ ምንም ፡ አልነበሩትም ፤ ከሚረዱትም ፡ አልነበረም ።

82 እነዚያም ፡ በትላንትናው ፡ ቀን ፡ ስፍራውን ፡ ይመኙ ፡ የነበሩት ፡ ወይ ፡ ጉድ ፤ ለካ ፡ አላህ ፡ ከባሮቹ ፡ ለሚሻው ፡ ሰው ፡ ሲሳይን ፡ ያሰፋል ፤ ያጠባልም ፤ አላህ ፡ በኛ ፡ ላይ ፡ (በእምነት) ፡ ባልላገሰልን ፡ ኖሮ ፡ ምድርን ፡ በኛ ፡ ላይ ፡ በገለበጠብን ፡ ነበር ፤ ወይ ፡ ጉዳ ፤ ከሐዲዎች ፡ አይድኑም ፡ የሚሉ ፡ ኾነው ፡ እነጉ ።

83 ይህች ፡ የመጨረሻይቱ ፡ አገር ፡ ለእነዚያ ፡ በምድር ፡ ውስጥ ፡ ኩራትንና ፡ ማመጥን ፡ ለማይፈልጉት ፡ እናደርጋታለን ፤ ምስጋኔቱም ፡ መጨረሻ ፡ ለጥንቁቆቹ ፡ ናት ።

84 በደግ ፡ ሥራ ፡ የመጣ ፡ ሰው ፡ ለርሱ ፡ ከርሷ ፡ በላጭ ፡ ምንዳ ፡ አለው ፤ በክፉም ፡ ሥራ ፡ የመጡ ፡ ሰዎች ፡ እነዚያ ፡ መጥፎዎችን ፡ የሠሩ ፡ ይሠሩት ፡ የነበሩትን ፡ እንጅ ፡ አይመነዱም ።

85 ያ ፡ ቁርአንን ፡ የተከፋፈለ ፡ ኾኖ ፡ ባንተ ፡ ላይ ፡ ያወረደው ፡ (አምላክ) ፡ ወደ ፡ መመለሻ ፡ (ወደ ፡ መካ) ፡ በእርግጥ ፡ መላሺህ ፡ ነው፤


ጌታዬ ፡ በቅን ፡ መንገድ ፡ የመጣውን ፡ ሰውና ፡ እርሱም ፡ በግልጽ ፡ ስሕተት ፡ ውስጥ ፡ የኾነውን ፡ ሰው ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ፡ በላቸው ።

86 መጽሐፉ ፡ ወዳንተ ፡ መወረዱን ፡ ተስፋ ፡ የምታደርግ ፡ አልነበርክም ፤ ግን ፡ ከጌታህ ፡ ችሮታ ፡ (ተወረደልህ) ፤ ለከሐዲዎችም ፡ በፍጹም ፡ ረዳት ፡ አትኹን ።

87 ከአላህም ፡ አንቀጾች ፡ ወዳንተ ፡ ከተወረዱ ፡ ጊዜ ፡ በኋላ ፡ አያግዱህ ፤ ወደ ፡ ጌታህም ፡ (ሰዎችን) ፡ ጥራ ፤ ከአጋሪዎቹም ፡ አትኹን ፤

88 ከአላህም ፡ ጋር ፡ ሌላን ፡ አምላክ ፡ አትግግዝ ፤ ከርሱ ፡ በቀር ፡ አምላክ ፡ የለም ፤ ነገሩ ፡ ሁሉ ፡ ከአላህ ፡ በቀር ፡ ጠፊ ፡ ነው ፤ ፍርዱ ፡ የርሱ ፤ ብቻ ፡ ነው ፤ ወደርሱም ፡ ትመለሳላችሁ ።

ምዕራፍ : 29 : አል-ዐንከቡት ። ክፍል : 20 ።



በአላህ ፡ ስም ፡ እጅግ ፡ በጣም ፡ ርኅሩህ ፡ በጣም ፡ አዛኝ ፡ በሆነው ፡

1 አ. ለ. መ. (አሊፍ ፡ ላም ፡ ሚም) ፡

2 ሰዎቹ ፡ አምነናል ፡ በማለታቸው ፡ ብቻ ፡ እነሱ ፡ ሳይፈተኑ ፡ የሚትተዉ ፡ መኾናቸውን ፡ ጠረጠሩን ?

3 እነዚያንም ፡ ከነሱ ፡ በፊት ፡ የነበሩትን ፡ በእርግጥ ፡ ፈትነናል ፤ እነዚያንም ፡ እውነት ፡ የተናገሩትን ፡ አላህ ፡ በእርግጥ ፡ ያውቃል ፤ ውሸታሞቹንም ፡ ያውቃል ።

4 ይልቁንም ፡ እነዚያ ፡ መጥፎዎችን ፡ ሥራዎች ፡ የሚሠሩት ፡ ሊያመልጡን ፡ ይጠረጥራሉን ? ያ ፡ የሚፈርዱት ፡ (ፍርድ) ፡ ከፋ ።

5 የአላህን ፡ መገናኘት ፡ ተስፋ ፡ የሚያደርግ ፡ ሰው ፡ (ይዘጋጅ) ፤ የአላህ ፡ ቀጠሮ ፡ በእርግጥ ፡ መጪ ፡ ነውና ፤ እርሱም ፡ ሰሚው ፡ ዐዋቂው ፡ ነው ።

6 የታገለ ፡ ሰውም ፡ የሚታገለው ፡ ለነፍሱ ፡ ነው ፤ አላህ ፡ ከዓለማት ፡ በእርግጥ ፡ ተብቃቂ ፡ ነውና ።

7 እነዚያም ፡ ያመኑ ፤ መልካሞችንም ፡ የሠሩ ፡ መጥፎዎቹን ፡ ሥራዎቻቸውን ፡ ከነሱ ፡ ላይ ፡ እናብሰላቸዋለን ፤ በዚያም ፡ ይሠሩት ፡ በነበሩት ፡ መልካም ፡ ሥራ ፡ በእርግጥ ፡ እንመነዳቸዋለን ።

8 ሰውንም ፡ በወላጆቹ ፡ መልካም ፡ አድራጎትን ፡ አዘዘነው ፤ ላንተም ፡ በርሱ ፡ ዕውቀት ፡ የሌለህን ፡ (ጣዖት) ፡ በእኔ ፡ እንድታጋራ ፡ ቢታገለግህ ፡ አትታዘዝ

ቸው ፤ መመለሻችሁ ፡ ወደኔ ፡ ነው ፤ ትሠሩት ፡ የነበራችሁት ንም ፡ ሁሉ ፡ እነግራችኋለሁ ።

9 እነዚያም ፡ ያመኑ ፤ መልካም ፡ ሥራዎችንም ፡ የሠሩ ፡ በደጋ ጎቼ ፡ ውስጥ ፡ በእርግጥ ፡ እናገባቸዋለን ።

10 ከሰዎችም ፡ በአላህ ፡ አመንን ፡ የሚል ፡ ሰው ፡ አልለ ፤ በአላህም ፡ (በማመኑ) ፡ በተሰቃዩ ፡ ጊዜ ፡ የሰዎችን ፡ ማሰቃየት ፡ እንደ ፡ አላህ ፡ ቅጣት ፡ ያደርጋል ፤ ከጌታህም ፡ እርዳታ ፡ ቢመጣ ፡ እኛ ፡ በእርግጥ ፡ ከናንተ ፡ ጋር ፡ ነበርን ፡ ይላሉ ፤ አላህ ፡ በዓለማት ፡ ሕዝብ ፡ ልቦች ፡ ውስጥ ፡ ያለውን ፡ ሁሉ ፡ ዐዋቂ ፡ አይደለምን ?

11 አላህም ፡ እነዚያን ፡ ያመኑትን ፡ በእርግጥ ፡ ያውቃል ፤ መናፍቆቹንም ፡ ያውቃል ።

12 እነዚያም ፡ የካዱት ፡ ሰዎች ፡ ለነዚያ ፡ ላመኑት ፡ መንገዳችንን ፡ ተከተሉ ፤ ጎጠኦቻችሁንም ፡ እንሸከማለን ፡ አሉ ፤ እነሱም ፡ ከጎጠኦቻቸው ፡ ምንም ፡ ተሸካሚዎች ፡ አይደሉም ፤ እነርሱ ፡ በእርግጥ ፡ ውሸታዎች ፡ ናቸው ።

13 ሸክሞቻቸውንና ፡ ከሸክሞቻቸው ፡ ጋር ፡ (ሌሎች) ፡ ሸክሞችንም ፡ በእርግጥ ፡ ይሸከማሉ ፤ በትንሣኤም ፡ ቀን ፡ ይቀጥፉት ፡ ከነበሩት ፡ በእርግጥ ፡ ይጠየቃሉ ።

14 ኑሕንም ፡ ወደ ፡ ሕዝቦቹ ፡ በእርግጥ ፡ ላክነው ፤ በውስጣቸውም ፡ ሺሕ ፡ ዓመትን ፡ አምላ ፡ ዓመት ፡ ሲቀር ፡ ተቀመጠ ፤ እነርሱ ፡ በዳዮች ፡ ሾነውም ፡ የውሃው ፡ ማጥለቅለቅ ፡ ያዛቸው ።

15 ኑሕንና ፡ የመርከቢቱንም ፡ ጓዶች ፡ አዳናቸው ፤ እርሷንም ፡ ለዓለማት ፡ ታምር ፡ አደረግናት ።

16 ኢብራሂምንም ፡ ለሕዝቦቹ ፡ ባለ ፡ ጊዜ ፡ (አስታውስ) ፡— አላህን ፡ ተገዙ ፤ ፍሩትም ፤ ይሃችሁ ፡ የምታውቁ ፡ ብትሾኑ ፡ ለናንተ ፡ በላጭ ፡ ነው ።

17 ከአላህ ፡ ሌላ ፡ የምትግዝቡት ፡ ጣዖታትን ፡ ብቻ ፡ ነው ፤ ውሸትንም ፡ ትቀጣጥፋላችሁ ፤ እነዚያ ፡ ከአላህ ፡ ሌላ ፡ የምትግዝቡዎቸው ፡ ለናንተ ፡ ሲሳይን ፡ ሊሰጧችሁ ፡ አይችሉም ፤ ስለዚህ ፡ ሲሳይን ፡ ከአላህ ፡ ዘንድ ፡ ብቻ ፡ ፈልጉ ፤ ተገዙትም ፤ ለርሱም ፡ አመስግኑ ፤ ወደርሱ ፡ ትመለሳላችሁ ።

18 ብታስተባብሉም ፡ ከፊታችሁ ፡ የነበሩት ፡ ሕዝቦች ፡ በእርግጥ ፡ አስተባብለዋል ፤ በመልክተኛውም ፡ ላይ ፡ ግልጽ ፡ ማድረስ ፡ እንጂ ፡ ሌላ ፡ የለበትም ።

19 አላህ ፡ መፍጠርን ፡ እንዴት ፡ እንደሚጀምር ፡ ከዚያም ፡ እንዴት ፡ እንደሚመልሰው ፡ አይመለከቱምን? ይህ ፡ በአላህ ፡ ላይ ፡ ቀላል ፡ ነው ።

20 —በምድር ፡ ላይ ፡ ሺዱ ፤ መፍጠርንም ፡ እንዴት ፡ እንደ ፡ ጀመረ ፡ ተመልከቱ ፤ ከዚያም ፤ አላህ ፡ የመጨረሻይቱን ፡ መነሳት ፡ የስነሳል ፤ አላህ ፡ በነገሩ ፡ ሁሉ ፡ ላይ ፡ ቻይ ፡ ነውና ፡ በላቸው ።

21 የሚሻውን ፡ ሰው ፡ ይቀጣል ፤ የሚሻውንም ፡ ሰው ፡ ያዘንለታል ፤ ወደርሱም ፡ ትመለሳላችሁ ፤

22 እናንተም ፡ በምድርም ፡ ሾኑ ፡ በሰማይ ፡ የምታቅቱ ፡ አይደለ

ችሁም ፤ ከአላህም ፡ ሌላ ፡ ረዳትም ፡ ተከላካይም ፡ ምንም ፡ የላችሁም ።

23 እነዚያም ፡ በአላህ ፡ አንቀጾችና ፡ በመገናኘቱ ፡ የካዱ ፡ እነዚያ ፡ ከእዝነቱ ፡ ተስፋን ፡ ቆረጡ ፤ እነዚያም ፡ ለነሱ ፡ አሳማሚ ፡ ቅጣት ፡ አላቸው ።

24 የሕዝቦቹም ፡ (1) መልስ ፡— ግደሉት ፤ ወይም ፡ አቃጥሉት ፡ ማለት ፡ እንጂ ፡ ሌላ ፡ አልነበረም ፤ ከእሳቲቱም ፡ አላህ ፡ አዳነው ፤ በዚህ ፡ ውስጥ ፡ ለሚያምኑ ፡ ሕዝቦች ፡ ታምራቶች ፡ አሉበት ።

25 (ኢብራሂም) ፡ አለም ፡— ከአላህ ፡ ሌላ ፡ ጣዖታትን ፡ (አማልክት) ፡ የያዛችሁት ፡ በቅርቢቱ ፡ ሕይወት ፡ በመካከላችሁ ፡ ለመዋደድ ፡ ብቻ ፡ ነው ፤ ከዚያም ፡ በትንሣኤ ፡ ቀን ፡ ከፈላችሁ ፡ በከፊሉ ፡ ይክዳል ፤ ከፈላችሁም ፡ ከፊሉን ፡ ይረግማል ፤ መናገሪያችሁም ፡ እሳት ፡ ናት ፤ ለናንተም ፡ ከረዳቶች ፡ ምንም ፡ የላችሁም ።

26 ሉጥም ፡ ለርሱ ፡ አመነ ፤ (ኢብራሂም) ፡— እኔ ፡ ወደ ፡ ጌታዬ ፡ ተሰዳጅ ፡ ነኝ ፤ እነሆ ፡ እርሱ ፡ አሸናፊው ፡ ጥበበኛው ፡ ነውና ፡ አለም ።

27 ለርሱም ፡ ኢስሐቅንና ፡ ያዕቆብን ፡ ሰጠነው ፤ በዘሩም ፡ ውስጥ ፡ ነቢይነትንና ፡ መጽሐፍን ፡ አደረገን ፤ ምንዳውንም ፡ በቅርቢቱ ፡ ዓለም ፡ ሰጠነው ፤ (2) እርሱም ፡ በመጨረሻይቱ ፡ ዓለም ፡ ከደጋጎቹ ፡ ነው ።

28 ሉጥንም ፡ ለሕዝቦቹ ፡ ባለ ፡ ጊዜ ፡ (አስታውስ) ፡— እናንተ ፡ ጠያፍን ፡ ሥራ ፡ ትሠራላችሁን ? በርሷ ፡ ከዓለማት ፡ አንድም ፡ አልቀደማችሁም ፤

29 እናንተ ፡ በእርግጥ ፡ ወንዶችን ፡ ትመጣላችሁን ? መንገድንም ፡ ትቆርጣላችሁን ? በሸንጓችሁም ፡ የሚነወርን ፡ ነገር ፡ ትሠራላችሁን ? (አላቸው) ፤ የሕዝቦቹም ፡ መልስ ፡ ከውነተኞቹ ፡ እንደ ፡ ሾንክ ፡ የአላህን ፡ ቅጣት ፡ አምጣብን ፡ ማለት ፡ እንጂ ፡ ሌላ ፡ አልነበረም ።

30 —ጌታዬ ፡ ሆይ ፡ በአመጠኞች ፡ ሕዝቦች ፡ ላይ ፡ እርዳኝ ፡ አለ ።

31 መልክተኞቻችንም ፡ ኢብራሂምን በብስራት ፡ በመጡት ፡ ጊዜ ፡ እኛ ፡ የዚችን ፡ ከተማ ፡ ሰዎች ፡ አጥፊዎች ፡ ነን ፤ ሰውዎችዎ ፡ በዳዮች ፡ ነበሩና ፡ አሉት ።

32 በርሷ ፡ ውስጥ ፡ ሉጥ ፡ አልለ ፡ እኮ ፡ አላቸው ፤ እኛ ፡ በውስጧ ፡ ያለውን ፡ ይበልጥ ፡ ዐዋቂ ፡ ነን ፤ (እርሱን) ፡ በእርግጥ ፡ እናድነዋለን ፤ ቤተሰቦቹንም ፡ ጭምር ፤ ሚስቱ ፡ ብቻ ፡ ስትቀር ፤ እርሷ ፡ በጥፋቱ ፡ ውስጥ ፡ ከሚቀሩት ፡ ናት ፡ አሉት ።

33 መልክተኞቻችንም ፡ ሉጥን ፡ በመጡት ፡ ጊዜ ፡ በነሱ ፡ ምክንያት ፡ አዘነ ፤ በነርሱም ፡ ልቡ ፡ ተጨነቀ ፤ አትፍራ ፤ አትዘንም ፤ እኛ ፡ አዳኞችህ ፡ ነን ፤ ቤተሰቦችህንም ፤ ሚስትህ ፡ ብቻ ፡ ስትቀር ፤ እርሷ ፡ በጥፋቱ ፡ ውስጥ ፡ ከቀሪዎቹ ፡ ናት ፡ አሉትም ።

34 እኛ ፡ በይህች ፡ ከተማ ፡ ሰዎች ፡ ላይ ፡ ያምጡ ፡ በነበሩት ፡ ምክ

1 የኢብራሂም ፡ ሕዝቦች ፡ መልስ ።
 2 ማንኛውም ፡ ባለ ፡ ሃይማኖት ፡ ይወደዋል ፡ ያወደሰዋል ።

ንያት : ከሰማይ : ቅጣትን : አው
 ራጃች : ነን ።

35 በእርግጥም : ለሚያስቡ : ሰዎች :
 ከርሷ : ግልጽ : ምልክትን :
 ተውን : (አስቀረን) ።

36 ወደ : መድኃኒት : ወንድማቸውን :
 ሹዐይብን : (ላክን ፤) ሕዝቦቹ :
 ሆይ ! አላህን : ተገዙ ፤ የመጨረሻውንም : ቀን : ፍሩ ፤
 በምድርም : ውስጥ : የምታጠፉ :
 ጉኝቶችሁ : አታበላሹ : አላቸውም ።

37 አስተባባሉትም ፤ የምድር : መንቀጥቀጥም :
 ያዘቻቸው ፤ ባገራቸውም : ውስጥ :
 ተንከፍረው : አነጉ ።

38 ዓድንና : ሠሙድንም : (አጠፋን) ፤
 ከመኖሪያዎቻቸውም : (ፍርራሾች በኩል :
 መጥፋታቸው) : ለናንተ : በውነት :
 ተገለጠላችሁ ፤ ሰይጣንም : ሥራዎቻቸውን :
 ለነርሱ : ሸለመላቸው ፤ ከመንገድም :
 አገዳቸው ፤ የማስተዋልም : ባለ :
 ቤቶች : ነበሩ ፤ (ግን : አላስተዋሉም) ።

39 ቃሩንንም : ፈርዖንንም : ሃማንንም :
 (አጠፋን) ፤ ሙሳም : በታምራቶች :
 በእርግጥ : መጣባቸው ፤ በምድርም : ላይ :
 ኩሩ ፤ አምላጫዎችም : አልነበሩም ።

40 ሁሉንም : በገጠአቱ : ያዘነው ፤ ከነሱም :
 ውስጥ : ጠጠርን : ያዘለ : ነፋሱን :
 የላክንበት : አልለ : ከነሱም : ውስጥ :
 ጨኸት : የያዘችው : አልለ ፤ ከነሱም : ውስጥ :
 በርሱ : ምድርን : የደረባንበት : አልለ ፤
 ከነሱም : ውስጥ : ያሰጠ ምነው :
 አልለ ፤ አላህም : የሚበድ

ላቸው : አልነበረም ፤ ግን : ነፍሱ
 ቻቸውን : የሚበድሉ : ነበሩ ።

41 የነዚያ : ከአላህ : ሌላ : ረዳቶችን :
 (ጣዖታትን) : የያዙ : ሰዎች ምሳሌ :
 ቤትን : እንደ : ሠራች : ሸረሪት :
 ብጤ : ነው ፤ ከቤቶችም : ሁሉ :
 በጣም : ደካማው : የሸረሪት :
 ቤት : ነው ፤ ቢያውቁ : ኖሮ : (አማልክት :
 አድርገው : አይግንዟቸውም : ነበር) ።

42 አላህ : ያንን : ከርሱ : ሌላ : የሚግንዙትን :
 ማንኛውንም : ያውቃል ፤ እርሱም :
 አሸናፊው : ጥበበኛው : ነው ።

43 እነዚህንም : ምሳሌዎች : ለሰዎች :
 እንገልጻቸዋለን ፤ ከሊቃውንቶቹም :
 በስተቀር : ሌሎቹ : አያውቋትም ።

44 አላህ : ሰማያትንና : ምድርን : እውነተኛ :
 ጉኝ : ፈጠረ ፤ በዚህ : ውስጥ : ለምእምናን :
 ታምር : አለበት ።

* * *

45 ከመጽሐፉ : ወደ : አንተ : የተወረደውን :
 አንብብ ፤ ሶላትንም : ደንቡን : ጠብቀህ :
 ስገድ ፤ ሶላት : ከመጥፎና : ከሚጠላ : ነገር :
 ሁሉ : ትከለክላለችና ፤ አላህንም : ማውሳት :
 ከሁሉ : ነገር : በላጭ : ነው ፤ አላህም : የምትሠሩትን :
 ሁሉ : ያውቃል ።

46 የመጽሐፉን : ባለ : ቤቶችም : በዚያች :
 እርሷ : መልካም : በኾነችው : ክርክር :
 እንጂ : አትከራከሩ ፤ ከነሱ : እነዚያን : የበደሉትን :
 ሲቀር ፤ በሉም : — በዚያ : ወደኛ : በተወረደው :
 ወደናንተም : በተወረደው : አመንን ፤

አምላካችንም : አምላካችሁም : አንድ : ነው ፤
 እኛም : ለርሱ : ታዛዦች : ነን ።

47 እንደዚሁም : ወዳንተ : መጽሐፍን :
 አወረድን ፤ እነዚያም : መጽሐፍን : የሰጠናቸው ፤
 በርሱ : ያምናሉ ፤ ከነዚህም : (ከመካ : ሰዎች) :
 በርሱ : የሚያምኑ : አልሉ ፤ በታምራቶቻችንም :
 ከሐዲዎቹ : እንጂ : ማንም : አይክድም ።

48 ከርሱ : በፊትም : መጽሐፍን : የምታነብ :
 በቀኝህም : የምትጽፈው : አልነበርክም ፤
 ያን : ጊዜ : አጥፊዎቹ : በእርግጥ : በተጠራጠሩ :
 ነበር ።

49 አይደለም : እርሱ : (ቁርአን) : በነዚያ :
 ዕውቀትን : በተሰጡት : ሰዎች : ልቦች :
 ውስጥ : (የጠለቀ) : ግልጽ ፤ አንቀጾች : ነው ፤
 በአንቀጾቻችንም : በዳዮቹ : እንጂ : ሌላው :
 አይክድም ።

50 በርሱ : ላይም : ከጌታው : ዘንድ : ታምራቶች :
 ለምን : አልተወረዱም : አሉ ፤ ታምራቶች :
 አላህ : ዘንድ : ብቻ : ናቸው ፤ እኔም : ግልጽ :
 አስፈራሪ : ብቻ : ነኝ ፤ በላቸው ።

51 እኛ : መጽሐፉን : በነሱ : ላይ : የሚነበብ :
 ጉኝ : ባንተ : ላይ : ማውረዳችን : አይበቃቸውምን ?
 በዚህ : ውስጥ : ለሚያምኑ : ሕዝቦች :
 ችሮታና : ግሣጼ : አለበት ።

52 በኔና : በናንተ : መካከል : መስካሪ :
 በአላህ : በቃ ፤ በሰማያትና : በምድርም :
 ያለውን : ሁሉ : ያውቃል ፤ በላቸው ፤
 እነዚያም : በብላሽ : ነገር : ያመኑ : በአላህም :

የካዱ : እነዚያ : እነሱ : ከሳሪዎች : ናቸው ።

53 በቅጣትም : ያስቸኩሉሃል ፤ የተወሰነም :
 ጊዜ : ባልነበረ : ኖሮ : ቅጣቱ : በመጣባቸው :
 ነበር ፤ እነሱ : የማያውቁ : ሲኾኑም : በድንገት :
 በእርግጥ : ይመጣባቸዋል ።

54 በቅጣት : ያስቸኩሉሃል ፤ ገሀነምም :
 በከሐዲዎች : በእርግጥ : ከባቢ : ናት ።

55 ቅጣቱ : ከበላያቸው : ከእግሮቻቸውም :
 ሥር : በሚሸፍናቸው : ቀን : ትሠሩት :
 የነበራችሁትን : ቅመሱ : በሚላቸውም : (ቀን : ትከባቸዋለች) ።

56 እላንተ : ያመናችሁ : ባሮቹ : ሆይ !
 ምድሪ : በእርግጥ : ሰፊ : ናት ፤ (ብትቸገሩ :
 ተሰደዱ) ፤ እኔንም : ብቻ : ተገዙኝ ።


57 ነፍስ : ሁሉ : ሞትን : ቀማሽ : ናት ፤
 ከዚያም : ወደኛ : ትመለሳለችሁ ።

58 እነዚያም : ያመኑና : መልካም : ሥራዎችን :
 የሠሩ : ከገነት : በሥሮቻቸው : ወንዞች :
 የሚፈሱባቸውን : ሰገነቶች : በውስጣቸው :
 ዘውታሪዎች : ሲኾኑ : በእርግጥ : እናሰፍራቸዋለን ፤
 የሠራተኞች : ምንዳ : ምንኛ : አማረ ! (እነሱ) :
 እነዚያ : የታገሡ : በጌታቸውም : ላይ : የሚመኩ : ናቸው ።

60 ከተንቀሳቃሽም : ምግቧን : ለመሸከም :
 የማትችላው : ብዙ : ናት : አላህ : ይመጣባታል ፤
 እናንተንም : (ይመጣባል) ፤ እርሱ ሰሚው :
 ዐዋቂው : ነውና ።

- 61 ሰማያትንና ፡ ምድርን ፡ የፈጠረ ፡ ፀሐይንና ፡ ጨረቃንም ፡ የገራ ፡ ማን ፡ እንደኾነ ፡ ብትጠይቃቸው ፡ በእርግጥ ፡ አላህ ፡ ነው ፡ ይሉሃል፤ ታዲያ ፡ እንዴት ፡ ይመለሳሉ ።
- 62 አላህ ፡ ከባሮቹ ፡ ለሚሻው ፡ ሲሳይን ፡ ያሰፋል ፤ ለርሱም ፡ ያጠባል ፤ አላህ ፡ በነገሩ ፡ ሁሉ ፡ ዐዋቂ ፡ ነውና ።
- 63 ከሰማይም ፡ ውሃን ፡ ያወረደና ፡ በርሱም ፡ ምድርን ፡ ከሞተች ፡ በኋላ ፡ ሕያው ፡ ያደረጋት ፡ ማን ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡ ብትጠይቃቸው ፡ አላህ ፡ ነው ፡ ይሉሃል ፤ ምስጋና ፡ ለአላህ ፡ ነው ፡ በላቸው ፤ ግን ፡ አብዛኛቸው ፡ አያውቁም ።
- 64 ይህችም ፡ የቅርቢቱ ፡ ሕይወት ፡ መታለያና ፡ ጨዋታ ፡ እንጂ ፡ ሌላ ፡ አይደለችም ፤ የመጨረሻ ይቱም ፡ አገር ፡ እርሷ ፡ በእርግጥ ፡ የዘላለም ፡ ሕይወት ፡ አገር ፡ ናት ፤ የሚያውቁ ፡ ቢኾኑ ፡ ኖር ፤ (ጠፊይቱን ፡ ሕይወት ፡ አይመርጡም ፡ ነበር) ።
- 65 በመርከቦች ፡ ውስጥ ፡ በተሳፈሩ ፡ ጊዜም ፡ አላህን ፡ መግገዛትን ፡

- ለርሱ ፡ ብቻ ፡ ያጠሩ ፡ ኾነው ፡ ይጠሩታል ፡ ወደ ፡ የብስ ፡ (በማውጣት) ፡ ባዳናቸው ፡ ጊዜም ፡ ወዲያውኑ ፡ እነርሱ ፡ (ጣዖትን) ፡ ያጋራሉ ።
- 66 በሰጠናቸው ፡ ጸጋ ፡ ሊከዱና ፡ ሊጠቃቀሙ ፡ (ያጋራሉ) ፤ ወደ ፊትም ፡ (የሚጠብቃቸውን) ፡ ያውቃሉ ።
- 67 ሰዎቹ ፡ ከዙሪያቸው ፡ ሲነጠቁ ፡ እኛ ፡ (አገራቸውን) ፡ ጸጥተኛ ፡ ክልል ፡ ማድረጋችንን ፡ አያዩምን ? በውድቅ ፡ ነገር ፡ ያምናሉን ? በአላህም ፡ ጸጋ ፡ ይክዳሉን ?
- 68 በአላህ ፡ ላይም ፡ ውሸትን ፡ ከቀጣጠፈ ፡ ሰው ፡ ወይም ፡ እውነቱ ፡ በመጣለት ፡ ጊዜ ፡ ከአስዋሽ ፡ ይበልጥ ፡ በዳይ ፡ ማነው ? በገህነም ፡ ውስጥ ፡ ለከላዲዎች ፡ መኖሪያ ፡ የለምን ?
- 69 እነዚያም ፡ በኛ ፡ መንገድ ፡ የታገሉ ፡ መንገዳችንን ፡ በእርግጥ ፡ እንመራቸዋለን ፤ አላህም ፡ በእርግጥ ፡ ከበነ ፡ ሠሪዎች ፡ ጋር ፡ ነው ።



- በአላህ ፡ ስም ፡ እጅግ ፡ በጣም ፡ 9 በምድር ፡ ላይ ፡ አይኼዱምና ፡ ርገሩም ፡ በጣም ፡ አዛኝ ፡ በሆነው ።
- 1 አ. ለ. መ. (አሊፍ ፡ ላም ፡ ሚም)።
- 2 ሩም ፡ ተሸነፈች ፤
- 3 በጣም ፡ ቅርብ ፡ በኾነችው ፡ ምድር ። እነርሱም ፡ ከመሸነፋቸው ፡ በኋላ ፡ በእርግጥ ፡ ያሸንፋሉ ።
- 4 በጥቂት ፡ ዓመታት ፡ ውስጥ ፡ (ያሸንፋሉ) ፤ ትእዛዙ ፡ በፊትም ፡ በኋላም ፡ የአላህ ፡ ነው ። በዚያ ቀንም ፡ ምእምናን ፡ ይደሰታሉ ፤
- 5 በአላህ ፡ እርዳታ ፡ (ይደሰታሉ) ፡ የሚሻውን ፡ ሰው ፡ ይረዳል ፤ እርሱም ፡ አሸናፊው ፡ አዛኝ ፡ ነው ።
- 6 አላህ ፡ እርዳታን ፡ ቀጠረ ፡ አላህ ፡ ቀጠሮውን ፡ አያፈርስም ፤ ግን ፡ አብዛኛዎቹ ፡ ሰዎች ፡ አያውቁም።
- 7 ከቅርቢቱ ፡ ሕይወት ፡ ግልጹን ፡ ብቻ ፡ ያውቃሉ ፤ እነርሱም ፡ ከኋለኛይቱ ፡ ዓለም ፡ እነርሱ ፡ ዘንጊዎች ፡ ናቸው ።
- 8 በነፍሶቻቸው ፡ (ኾኔታ) ፡ አያስተውሉምን ? ሰማያትንና ፡ ምድርን ፡ በመካከላቸው ፡ ያለውንም ፡ ሁሉ ፡ አላህ ፡ በውነትና ፡ በተወሰነ ፡ ጊዜ ፡ እንጂ ፡ አልፈጠራቸውም ፤ ከሰዎቹም ፡ ብዙዎቹ ፡ በጌታቸው ፡ መገናኘት ፡ ከላዲዎች ፡ ናቸው ።
- 10 ከዚያም ፡ የነዚያ ፡ ያጠፋት ፡ ሰዎች ፡ መጨረሻ ፡ በአላህ ፡ አንቀጾች ፡ በማስተባበላቸውና ፡ በርሷ ፡ የሚሳለቁ ፡ በመኾናቸው ፡ ምክንያት ፡ መጥፎ ፡ ቅጣት ፡ ኾነች ።
- 11 አላህ ፡ መፍጠርን ፡ ይጀምራል ፤ ከዚያም ፡ ይመልሰዋል ፤ ከዚያም ፡ ወደርሱ ፡ ትመለሳላችሁ ።
- 12 ሰዓቲቱም ፡ በምትቆምበት ፡ ቀን ፡ አመጣኞች ፡ ጭጭ ፡ ይላሉ ።
- 13 ለነርሱም ፡ ከሚያጋሩዋቸው ፡ (ጣዖታት) ፡ አማላጆች ፡ አይኖሩዋቸውም ፤ በሚያጋሩዋቸውም ፡ (ጣዖታት) ፡ ከላዲዎች ፡ ይኾናሉ ።
- 14 ሰዓቲቱ ፡ በምትቆምበት ፡ ቀንም ፡ በዚያ ፡ ቀን ፡ ይለያያሉ ።
- 15 እነዚያ ፡ ያመኑትና ፡ መልካሞችን ፡ ሥራዎች ፡ የሠሩትማ ፡ እነርሱ ፡

- በገነት : ጨፌ : ውስጥ : ይደሰ ታሉ ።
- 16 እነዚያም : የካዱትማ : በአንቀ ጾቻችንና : በኋለኛይቱም : ዓለም መገናኘት : ያስተባበሉት : እነ ዚያ : በቅጣቱ : ውስጥ : የሚ ጣዱ : ናቸው ።
- 17 አላህንም : በምታመኙ : ጊዜ : በምታነጉም : ጊዜ : አጥሩት ፤ (ስገዱለት)።
- 18 ምስጋናም : በሰማያትና : በም ድር : ውስጥ : ለርሱ : ብቻ : (የተገባው) : ነው ። በሠርክም ፤ (1) በቀትር : ውስጥ : በምትገ ቡም : ጊዜ ፤ (አጥሩት) ።
- 19 ሕያውን : ከሙት : ያወጣል ፤ ሙትንም : ከሕያው : ያወጣል ፤ ምድርንም : ከሞተች : በኋላ : ሕያው : ያደርጋታል ፤ እንደዚ ሁም : (ከመቃብር) : ትወጥጣ ላችሁ ።
- 20 እናንተንም : ከዐፈር : መፍጠሩ : ከዚያም : እናንተ : ወዲያውኑ : የምትበታተኑ : ሰዎች : መኾና ችሁ : ከአስደናቂ : ምልክቶቹ : ነው ።
- 21 ለናንተም : ከነፍሶቻችሁ : (ከጉ ሶቻችሁ) : ሚስቶችን : ወደነ ርሱ : ትረኩ : ዘንድ : መፍጠሩ ፤ በመካከላችሁም : ፍቅርንና : እዝነትን : ማድረጉ : ከአስደናቂ : ምልክቶቹ : ነው ፤ በዚህ : ውስጥ : ለሚያስተውሉ : ሕዝቦች : ታም ራቶች : አልሉ ።
- 22 ሰማያትንና : ምድርንም : መፍ ጠሩ : የቋንቋዎቻችሁና : የመል ኮቻችሁም : መለያየት : ከአስ

- ደናቂ : ምልክቶቹ : ነው ፤ በዚህ : ውስጥ : ለዐዋቂዎች : ታምራ ቶች : አሉበት ።
- 23 በሌሊትና : በቀንም : መተኛታ ችሁ : ከቸሮታውም : መፈለጋ ችሁ : ከምልክቶቹ : ነው ፤ በዚህ : ውስጥ : ለሚሰሙ : ሕዝቦች : ታምራቶች : አሉበት ።
- 24 ብልጭታንም : ፈሪዎችና : ከጃ ዮች : ስትኾኑ : ለናንተ : ማሳ የቱ : ከሰማይም : ውሃን : ማው ረዱ : በርሱም : ምድርን : ከሞ ተች : በኋላ : ሕያው : ማድረጉ : ከአስደናቂ : ምልክቶቹ : ነው ፤ በዚህ : ውስጥ : ለሚያስቡ : ሕዝቦች : ታምራቶች : አሉበት ።
- 25 ሰማይና : ምድርም : (ያለ : ም ሰሶ) : በትእዛዙ : መቆማቸው : ከዚያም : (መልአኩ : ለትንሣኤ) ከምድር : ጥሪን : በጠራችሁ : ጊዜ : እናንተ : ወዲያውኑ : የም ትወጡ : መኾናችሁ : ከአስደ ናቂ : ምልክቶቹ : ነው ።
- 26 በሰማያትና : በምድር : ያለው : ሁሉ : የርሱ : ብቻ : ነው ፤ ሁሉ ም : ለርሱ : ታዛዦች : ናቸው ።
- 27 እርሱም : ያ : መፍጠርን : የሚ ጀምር : ከዚያም : የሚመልሰው : ነው ፤ እርሱም : (መመለሱ) : በርሱ : ላይ : በጣም : ገር : ነው ፤ ለርሱም : በሰማያትም : በምድ ርም : ከፍተኛ : ባሕርይ : (አን ድነትና : ለርሱ : ብጤ : የሌለው መኾን) : አልለው ፤ እርሱም : አሸናፊ : ጥበበኛ : ነው ።
- 28 ለናንተ : ከነፍሶቻችሁ : የኾነን : ምሳሌ : አደረገላችሁ ፤ (እርሱም) እጆቻችሁ : ከያዙዋቸው : (ባ

1 ሠርክ : ከዐሥራ : እንድ : ለጻት : እስከ : ምሺት : ያለው : ጊዜ : ነው ።

- ሮች) : ውስጥ : በሰጠናችሁ : ጸጋ : ለናንተ : ተጋሪዎች : አሏ ችሁን ? ታዲያ : እናንተና : እነ ርሱ : በርሱ : ትክክል : ናችሁን ? ነፍሶቻችሁን : (ብጤዎቻችሁን) : እንደምትፈሩ : ትፈሩዋቸዋላች ሁን? እንደዚህ : ለሚያስተውሉ : ሕዝቦች ፤ አንቀጾችን : እንገል ጸለን ።
- 29 ይልቁንም : እነዚያ : የበደሉ : ሰዎች : ያለ : ዕውቀት : ዝንባሌ ዎቻቸውን : ተከተሉ ፤ አላህም : ያጠመመውን : ሰው : የሚያቀ ናው : ማነው ? ለነርሱም : ከረ ዳቶች : ምንም : የላቸውም ።
- 30 ወደ : እውነት : ተዘንባይ : ኾነ ህም : ፊትህን : ለሃይማኖት : ቀጥ : አድርግ ፤ የአላህን : ፍጥ ረት : ያችን : አላህ : ሰዎችን : በርስዋ : ላይ : የፈጠረባትን : (ሃይማኖት : ያዙዋት) ፤ የአላህን : ፍጥረት : መለወጥ : የለም ፤ ይህ : ቀጥተኛ : ሃይማኖት : ነው ፤ ግን : አብዛኛዎቹ : ሰዎች : አያውቁም።
- 31 ወደርሱ : ተመላሾች : ኾናችሁ : (የአላህን : ሃይማኖት : ያዙ) ፤ ፍሩትም ፤ ሶላትንም : አስተካክ ላችሁ : ስገዱ ፤ ከአጋሪዎቹም : አትኹኑ ።
- 32 ከነዚያ : ሃይማኖታቸውን : ከለ ያዩትና : ክፍልፍሎችም : ከኾ ኑት : (አትኹኑ) ፤ ሕዝብ : ሁሉ : እነሱ : ዘንድ : ባለው : ነገር : ተደላቾች : ናቸው ።
- 33 ሰዎችንም : ችግር : ባገኛቸው : ጊዜ : ጌታቸውን : ወደርሱ : ተመላሾች : ኾነው : ይጠሩታል ፤ ከዚያም : ከርሱ : ችሮታን : ባቀ መሳቸው : ጊዜ : ከነሱ : ከፊ

- ሎቹ : ወዲያውኑ : በጌታቸው : (ጣዖትን) : ያጋራሉ ፤
- 34 በሰጠናቸው : ጸጋ : ሊክዱ : (ያጋራሉ) ፤ ተጣቀሙም ፤ በእ ርግጥም : (መጨረሻችሁን) : ወደፊት : ታውቃላችሁ ።
- 35 በነሱ : ላይ : አስረጅን : አወረ ድን ? ታዲያ : እርሱ : በዚያ : በርሱ : ያጋሩ : በነበሩት : ነገር : ይናገራልን ? (የለም) ።
- 36 ሰዎችንም : ችሮታን : ባቀመስ ናቸው : ጊዜ : በርሷ : ይደሰታሉ፤ እጆቻቸውም : ባሳለፉት : ምክ ንያት : መከራ : ብታገኛቸው : ወዲያውኑ : እነርሱ : ተስፋ : ይቆርጣሉ ።
- 37 አላህ : ለሚሻው : ሰው : ሲሳ ይን : የሚያሰፋ : የሚያጠብም : መኾኑን : አያዩምን ? በዚህ : ውስጥ : ለሚያምኑ : ሕዝቦች : አስደናቂ : ምልክቶች : አሉበት።
- 38 የዘምድናን : ባለቤት : ተገቢ ውን : ስጠው ፤ ለድኻም : ለመን ገደኛም : (እርዳ) ፤ ይህ : ለነዚያ : የአላህን : ፊት : (ውዴታውን) : ለሚሹ : መልካም : ነው ፤ እነ ዚያም : እነሱ : የፈለጉትን : የሚ ያገኙ : ናቸው ።
- 39 ከበረከትም : በሰዎች : ገንዘቦች : ውስጥ : ይጨመር : ዘንድ : (1) የምትሰጡት : አላህ : ዘንድ : አይጨምርም ፤ ከምጽዋትም : የአላህን : ፊት : የምትሹ : ኾና ችሁ : የምትሰጡት : እነዚያ : (ሰጪዎች) : አበርካቾች : እነሱ : ናቸው ።
- 40 አላህ : ያ : የፈጠራችሁ : ከዚ

1 ጥቂት : ሰጥታችሁ : ብዙ : ለማገኘት ።

ያም ፡ ሲሳይን ፡ የሰጣችሁ ፡ ከዚያም ፡ የሚያሞታችሁ ፡ ከዚያም ፡ ሕያው ፡ የሚያደርጋችሁ ፡ ነው ፤ ከምታጋሩዋቸው ፡ (ጣዖታት) ፡ ውስጥ ፡ ከዚህችሁ ፡ አንዳችን ፡ የሚሠራ ፡ አልለን ? ለአላህ ፡ ጥራት ይገባው ፤ (በርሱ) ፡ ከሚያጋሩትም ፡ ሁሉ ፡ ላቀ ።

41 የሰዎች ፡ እጆች ፡ በሠሩት ፡ ኃጣአት ፡ ምክንያት ፡ የዚያን ፡ የሠሩትን ፡ ከፊሉን ፡ ያቀምሳቸው ፡ ዘንድ ፡ መከራው ፡ በየብስና ፡ በባሕር ፡ ተገለጠ ፤ (ተሰራጨ) ፤ እነርሱ ፡ ሊመለሱ ፡ ይከጀላልና ።

42 — በምድር ፡ ላይ ፡ ኺዱ ፡ የነዚያንም ፡ በፊት ፡ የነበሩትን ፡ ሰዎች ፡ መጨረሻ ፡ እንዴት ፡ እንደነበረ ፡ ተመልከቱ ፡ በላቸው ፤ አብዛኞቻቸው ፡ አጋሪዎች ፡ ነበሩ ።

43 ለርሱ ፡ መመለስ ፡ የሌለው ፡ ቀን ፡ (የትንሣኤ ፡ ቀን) ፡ ከአላህ ፡ ሳይመጣ ፡ በፊት ፡ ፊትህን ፡ ወደ ፡ ቀጥተኛው ፡ ሃይማኖት ፡ ቀጥ ፡ አድርግ ፤ በዚያ ፡ ቀን ፡ (ወደ ፡ ገነትና ፡ ወደ ፡ እሳት) ፡ ይለያያሉ፤

44 የካደ ፡ ሰው ፡ ክሕደቱ ፡ (ጠንቁ) ፡ በርሱው ፡ ላይ ፡ ነው ፤ መልካምም ፡ የሠሩ ፡ ለነፍሶቻቸው ፡ (ማረፊያዎችን) ፡ ያዘጋጃሉ ።

45 እነዚያን ፡ ያመኑትንና ፡ መልካሞችንም ፡ የሠሩትን ፡ ከችሮታው ይመነዳ ፡ ዘንድ ፡ (ይለያያሉ) ፤ እርሱ ፡ ከሐዲዎችን ፡ አይወድምና ።

46 ነፋሶችንም ፡ (በዝናም) ፡ ልታበስራችሁ ፤ ከችሮታውም ፡ (በርሷ) ፡ ሊያቀምሳችሁ ፤ መርከቦችም ፡ በትእዛዙ ፡ እንዲንሻለሉ ፡ ከች

ሮታውም ፡ እንድትፈልጉ ፡ ታመሰግኑትም ፡ ዘንድ ፡ መላኩ ፡ ከአስደናቂ ፡ ምልክቶቹ ፡ ነው ።

47 ከአንተ ፡ በፊትም ፡ መልክተኞችን ፡ ወደየ ፡ ሕዝቦቻቸው ፡ በእርግጥ ፡ ላክን ፤ በግልጽ ፡ ማስረጃዎችም ፡ መጡባቸው ፤ ከነዚያ ፡ ካምመጡትም ፡ ተበቀልን ፤ ምእምናቸንም ፡ መርዳት ፡ በኛ ፡ ላይ ፡ ተገቢ ፡ ኾነ ።

48 አላህ ፡ ያ ፡ ነፋሶችን ፡ የሚልክ ፡ ነው ፤ ደመናንም ፡ ይቀስቅሳሉ ፤ በሰማይ ፡ ላይም ፡ እንደሚሻ ፡ ይዘረጋዋል ፤ ቁርጥራጮችም ፡ ያደርገዋል ፤ ዝናሙንም ፡ ከደመናው ፡ መካከል ፡ ሲወጣ ፡ ታያለህ ፤ በርሱም ፡ ከባሮቹ ፡ የሚሻውን ፡ በለየ ፡ ጊዜ ፡ ወዲያውኑ ፡ እነሱ ፡ ይደሰታሉ ።

49 በነሱም ፡ ላይ ፡ ከመወረዱ ፡ በፊት ፡ ከርሱ ፡ በፊት ፡ በእርግጥ ፡ ተስፋ ፡ ቆራጮች ፡ ነበሩ ።

50 ምድርንም ፡ ከሞተች ፡ በኋላ ፡ እንዴት ፡ ሕያው ፡ እንደሚያደርጋት ፡ ወደ ፡ አላህ ፡ ችሮታ ፡ ፈለጉች ፡ ተመልከት ፤ ይህ ፡ (አድራጊ) ፡ ሙታንንም ፡ በእርግጥ ፡ ሕያው ፡ አድራጊ ፡ ነው ፤ እርሱም ፡ በነገሩ ፡ ሁሉ ፡ ላይ ፡ ቻይ ፡ ነው ።

51 ነፋሶንም ፡ (በአዝመራዎች ፡ ላይ) ፡ ብንልክና ፡ ገርጥቶ ፡ ቢያደት ፡ ከርሱ ፡ በኋላ ፡ በእርግጥ ፡ (ችሮታውን) ፡ የሚክዱ ፡ ይኾናሉ ።

52 አንተም ፡ ሙታንን ፡ አታሰማም ፡ ደንቆሮዎችንም ፡ ዚሪዎች ፡ ኾነው ፡ በሽሹ ፡ ጊዜ ፡ ጥርሪን ፡ አታሰማም ።

53 አንተ ፡ ዕውሮችንም ፡ ከጥመታቸው ፡ የምታቀና ፡ አይደለህም ፤

በአንቀጾቻችን ፡ የሚያምኑትን ፡ ሰዎች ፡ እንጂ ፡ ሌላን ፡ አታሰማም ፤ እነሱም ፡ ታዛዦች ፡ ናቸው ።

54 አላህ ፡ ያ ፡ ከደካማ ፡ (ፍትወት ፡ ጠብታ) ፡ የፈጠራችሁ ፡ ነው ፤ ከዚያም ፡ ከደካማነት ፡ በኋላ ፡ ጎይልን ፡ አደረገ ፤ ከዚያም ፡ ከብርቱነት ፡ በኋላ ፡ ደካማነትንና ፡ ሺበትን ፡ አደረገ ፤ የሚሻውን ፡ ይፈጥራል ፤ እርሱም ፡ ዐዋቂው ፡ ቻዩ ፡ ነው ።

55 ሰዓቲቱ ፡ በምትኾንበት ፡ ቀን ፡ ከሐዲዎች ፡ ከአንዲት ፡ ሰዓት ፡ በስተቀር ፡ (በመቃብር) ፡ አልቆየንም ፡ ብለው ፡ ይምላሉ ፤ እንደዚሁ ፡ (ከውነት) ፡ ይመለሱ ፡ ነበሩ ።

56 እነዚያም ፡ ዕውቀትንና ፡ እምነትን ፡ የተሰጡት ፡ በአላህ ፡ መጽሐፍ ፡ (ፍርድ) ፡ እስከ ፡ ትንሣኤ ፡ ቀን ፡ በእርግጥ ፡ ቆያችሁ ፤ ይህም ፡

(የካዳችሁት) ፡ የትንሣኤ ፡ ቀን ፡ ነው ፤ ግን ፡ እናንተ ፡ የማታውቁ ፡ ነበራችሁ ፡ ይሏቸዋል ።


57 በዚያም ፡ ቀን ፡ እነዚያን ፡ የበደሉትን ፡ ማመካኘታቸው ፡ አይጠቅማቸውም ። እነሱም ፡ በወቀሳ ፡ አይታለፉም ፤

58 በዚህም ፡ ቁርአን ፡ ውስጥ ፡ ከምሳሌ ፡ ሁሉ ፡ ለሰዎች ፡ በእርግጥ ፡ ገለጽን ፤ በታምርም ፡ ብትመጣባቸው ፡ እነዚያ ፡ የካዱት ፡ ሰዎች ፡ እናንተ ፡ አበላሽዎች ፡ እንጂ ፡ ሌላ ፡ አይደላችሁም ፡ ይላሉ ፤

59 እንደዚሁ ፡ አላህ ፡ በነዚያ ፡ በማያውቁት ፡ ሰዎች ፡ ልቦች ፡ ላይ ፡ ያትማል ።

60 ስለዚህ ፡ ታገሥ ፤ የአላህ ፡ ቀጠሮ እውነት ፡ ነውና ፤ እነዚያም ፡ በትንሣኤ ፡ የማያረጋግጡት ፡ አያቅልሉህ ። (1)

1 ትዕግሥትን ፡ በማላጣት ፡ ቀላል ፡ ሰው ፡ አያድርጉህ ።



በአላህ ፡ ስም ፡ እጅግ ፡ በጣም ፡ 4 ለነዚያ ፡ ሰላትን ፡ አስተካክለው ፡ ለሚያደርሱት ፤ ዘካንም ፡ ለሚሰጡት ፤ እነሱም ፡ በመጨረሻ ይቱ ፡ ዓለም ፡ እነሱ ፡ የሚያረጋግጡ ፡ ለኾኑት ።

- 1 አ. ለ. መ. (አሊ. ፍ. ላም ፡ ሚም) ።
- 2 ይህች ፡ ጥበብ ፡ ከተመላው ፡ መጽሐፍ ፡ አንቀጾች ፡ ናት ።
- 3 ለበን ፡ አድራጊዎች ፡ መሪና ፡

5 ለነዚያ ፡ ከኔታቸው ፡ በኾነ ፡ ቀን ፡ መንገድ ፡ ላይ ፡ ናቸው ፤

እነዚያም : እነሱ : ምኞታቸውን : ያገኙ : ናቸው ።

6 ከሰዎችም : ያለ : ዕውቀት : ሽኖ : ከአላህ : መንገድ : ሊያሳስትና : ማላገጫ : አድርጎ : ሊይዛት : አታላይ : ወራን : የሚገዛ : አልለ፤ እነዚያ : ለነሱ : አዋራጅ : ቅጣት : አላቸው ።

7 አንቀጾቻችንም : በርሱ : ላይ : በሚነበቡ : ጊዜ : እንዳልሰማ ትና : በጆሮቹ : ድንቁርና : እንዳለበት : የኮራ : ሽኖ : ይዞራል፤ በአላማሚ : ቅጣትም : አብስረው።

8 እነዚያ : ያመኑና : መልካሞችንም : የሠሩ : ለነሱ : የጸጋ : ገንቶች : አሏቸው ።

9 በርሷ : ውስጥ : ዘውታሪዎች : ሲሾኑ ፤ አላህም : እውነተኛን : ተስፋ : ቃል : ገባላቸው ፤ እርሱም : አሸናፊው : ጥበበኛው : ነው ።

10 ሰማያትን : ያለምታዩዋት : አዕማድ : (ምሰሶዎች) : ፈጠረ ፤ በምድርም : ውስጥ : በናንተ : እንዳታረገርግ : ተራራዎችን : ጣለ ፤ በርሷም : ላይ : ከተንቀሳቃሽ : ሁሉ : በተነ፤ ከሰማይም : ውሃን : አወረደን ፤ በርሷም : ውስጥ : ከመልካም : ዓይነት : ሁሉ : አበቀልን ።

11 ይህ : የአላህ : ፍጡር : ነው ፤ እነዚያ : ከርሱ : ሌላ : ያሉት : ምንን : እንደ : ፈጠሩ : እስኪ : አሳዩኝ ፤ በውነቱ : በዳዮቹ : በግልጽ : ጥመት : ውስጥ : ናቸው ።

12 ለሉቃስም : ጥበብን : በእርግጥ : ሰጠነው ፤ (አልነውም) : - አላህን : አመስግን ፤ ያመሰገንም : ሰው : የሚያመሰግነው : ለራሱ :

ብቻ : ነው ፤ የካደም : ሰው : (በራሱ : ላይ : ነው) ፤ አላህ : ተብቃቂ : ምስጉን : ነውና ።

13 ሉቃስም : ለልጁ : እርሱ : የሚገሥጸው : ሲሾን : - ልጁ : ሆይ ! በአላህ : (ጣዖትን) : አታጋራ ፤ ማጋራት : ታላቅ : በደል : ነውና : ያለውን : (አስታውስ) ።

14 ሰውንም : በወላጆቹ : (በጎ : እንዲያደርግ) : በጥብቅ : እዘዝነው ፤ እናቱ : ከድካም : በላይ : በሾን : ድካም : አረገዘችው ፤ ጡት : መጣያውም : በሁለት : ዓመት : ውስጥ : ነው ፤ ለኔም : ለወላጆችህም : አመስግን : በማለት : (እዘዝነው) ፤ መመለሻው : ወደኔ : ነው ።

15 ለአንተ : በርሱ : ዕውቀት : የሌለህን : ነገር : በኔ : እንድታጋራ : ቢታገሉህም : አትታዘዛቸው ፤ በቅርቢቱም : ዓለም : በመልካም : ሥራ : ተወዳጃቸው ፤ ወደኔም : የተመለሰን : ሰው : መንገድ : ተከተል ፤ ከዚያም : መመለሻችሁ : ወደኔ : ነው ፤ ትሠሩት : የነበራችሁትንም : ሁሉ : እነግራችኋለሁ ፤ (አልነው) ።

16 (ሉቃስም : አለ) ፡ - ልጄ : ሆይ ! እርሷ : (1) የሰናፍጭ : ቅንጣት : ክብደት : ያህል : ብትሾንና : በቋጥኝ : ውስጥ : ወይም : በሰማያት : ውስጥ : ወይም : በምድር : ውስጥ : ብትሾን : አላህ : ያመጣታል ፤ አላህ : ርኅሩኅ : ውስጥ : ዐዋቂ : ነውና ።

17 ልጄ : ሆይ ! ሶላትን : አስተካክለህ : ስገድ ፤ በበጎ : ነገርም :

እዘዝ ፤ ከሚጠላም : ሁሉ : ከልክል ፤ በሚያገኝህም : መከራ : ላይ : ታገሥ ፤ ይህ : በምር : ከሚይያዙ : ነገሮች : ነው ።

18 ጉንጭህንም : (በኩራት) : ከሰዎች : አታዙር ፤ በምድርም : ላይ : ተንበጥርረህ : አትኸድ ፤ አላህ : ተንበጥራሪን : ጉረኛን : ሁሉ : አይወድምና ።

19 በአካኪድህም : መካከለኛ : ሹን : ከድምጽህም : ዝቅ : አድርግ ፤ ከድምጾች : ሁሉ : አስከፊው : የአህዮች : ድምጽ : ነውና ።

20 አላህ : በሰማያት : ያለውንና : በምድርም : ያለውን : ሁሉ : ለናንተ : ያገራላችሁ : ጸጋዎቹንም : ግልጽም : ድብቅም : ሲሾኑ : የሞላላችሁ : መሾኑን : አታዩምን ? ከሰዎችም : ያለ : ዕውቀትና : ያለ : መሪ : ያለ : ግልጽ : መጽሐፍም : በአላህ : የሚከራከር : አልለ ።

21 ለነሱም : አላህ : ያወረደውን : ተከተሉ : በተባሉ : ጊዜ : አይደለም : በርሱ : ላይ : አባቶቻችንን : ያገኘንበትን : እንከተላለን ; ይላሉ ፤ ሰይጣን : ወደ : እሳት : ቅጣት : የሚጠራቸው : ቢሾንም : (ይከተሉዎቻቸዋለን ?)

22 እርሱ : መልካም : ሠሪ : ሽኖ : ፊቱን : ወደ : አላህ : የሚሰጥም : ሰው : ጠንካራን : ገመድ : በእርግጥ : ጨበጠ ፤ የነገሩም : ሁሉ : ፍጻሜ : ወደ : አላህ : ነው ።

23 የካደም : ሰው : ክሕደቱ : አያሳዝንህ ፤ መመለሻቸው : ወደኛ : ነው ፤ የሠሩትንም : ሁሉ : እንገራቸዋለን ፤ አላህ : በልቦች :

ውስጥ : ያለን : ሁሉ : ያውቃልና ።

24 ጥቂትን : እናጣቅማቸዋለን ፤ ከዚያም : ወደ : ብርቱ : ቅጣት : እናስገድዳቸዋለን ፤

25 ሰማያትንና : ምድርንም : የፈጠረ : ማን : እንደሾነ : ብትጠይቃቸው : በእርግጥ : አላህ : ነው : ይላሉ ፤ ምስጋና : ለአላህ : ይገባው : በላቸው ፤ ይልቁንም : አብዛኛዎቹ : አያውቁም ።

26 በሰማያትና : በምድር : ያለው : ሁሉ : የአላህ : ነው ፤ አላህ : እርሱ : ተብቃቂ : ምስጉን : ነው ።

27 ከዛፍም : በምድር : ያለው : ሁሉ : ብርዶች : ቢሾኑ : ኖሮ : ባሕሩም : ከርሱ : (ማለቅ) : በኋላ : ሰባት : ባሕሮች : የሚጨመሩለት : ሽኖ : (ቀለም : ቢሾንና : ቢጸፍባቸው) : የአላህ : ቃላት : ባላለቀች : ነበር ፤ አላህ : አሸናፊ : ጥበበኛ : ነውና ።

28 እናንተን : መፍጠርና : እናንተን : መቀስቀስ : እንደ : እንዲት : ነፍስ : እንጂ : ሌላ : አይደለም ፤ አላህ : ሰሚ : ተመልካች : ነውና ።

29 አላህ : ሌሊትን : በቀን : ውስጥ : የሚያስገባ : ቀንንም : በሌሊት : ውስጥ : የሚያስገባ : ፀሐይንና : ጨረቃንም : የገራ : መሾኑን : አታይምን ? ሁሉም : እስከ : ተወሰነ : ጊዜ : ድረስ : ይሮጣሉ ፤ አላህም : በምትሠሩት : ሁሉ : ውስጠ : ዐዋቂ : ነው ።

30 ይህ : አላህ : እርሱ : እውነት : ከርሱም : ሌላ : የሚገዙት : (ጣዖት) : ውሸት : በመሾኑና : አላህም : እርሱ : የበላይ : ታላቅ : በመሾኑ : ነው ።

1 ደጊቱም : ከፋይቱም : ሥራ ።

31 ከአስደናቂ ፡ ምልክቶቹ ፡ ሊያሳ ያችሁ ፡ መርከቦች ፡ በአላህ ፡ ችሮታ ፡ በባሕር ፡ ውስጥ ፡ የሚን ሻለሉ ፡ መኾናቸውን ፡ አታይ ምን ? በዚህ ፡ ውስጥ ፡ በጣም ፡ ታጋሽ ፡ አመሰጋኝ ፡ ለኾኑ ፡ ሁሉ ፡ ታምራቶች ፡ አሉበት ።


32 እንደ ፡ ጥላዎችም ፡ የኾነ ፡ ማዕ በል ፡ በሸፈናቸው ፡ ጊዜ ፡ አላ ሀን ፡ ሃይማኖትን ፡ ለርሱ ፡ ብቻ ፡ ያጠሩ ፡ ኾነው ፡ ይጠሩታል ፤ ወደ ፡ የብስም ፡ ባዳናቸው ፡ ጊዜ ፡ ከነሱ ፡ ትክክለኛም ፡ አልለ ፤ (ከነሱም ፡ የሚክድ ፡ አልለ) ፤ በአንቀጾቻችንም ፡ አታላይ ፡ ከዳ ተኛ ፡ ሁሉ ፡ እንጂ ፡ ሌላው ፡ አይክድም ።

33 እላንተ ፡ ሰዎች ፡ ሆይ ! ጌታች ሁን ፡ ፍሩ ፤ ወላጅም ፡ ከልጁ ፡

(በምንም) ፡ የማይጠቅምበትን ፤ ተወላጅም ፡ እርሱ ፡ ወላጅን ፡ በምንም ፡ ጠቃሚ ፡ የማይኾንበ ትን ፡ ቀን ፡ ፍሩ ፤ የአላህ ፡ ቀጠሮ ፡ እውነት ፡ ነውና ፤ ቅርቢቱም ፡ ሕይወት ፡ አትሸንግላችሁ ፤ በአ ላህም ፡ (መታገስ) ፡ አታላዩ ፡ (ሰይጣን) ፡ አያታልላችሁ ።

34 አላህ ፡ የሰዓቲቱ ፡ ዕውቀት ፡ እርሱ ፡ ዘንድ ፡ ብቻ ፡ ነው ፤ ዝና ምንም ፡ ያወርዳል ፤ በማሕፀኖ ችም ፡ ውስጥ ፡ ያለን ፡ ሁሉ ፡ ያው ቃል ፤ ማንኛይቱ ፡ ነፍስም ፡ ነገ ፡ የምትሠራውን ፡ አታውቅም ፤ ማንኛይቱ ፡ ነፍስም ፡ በየትኛው ፡ ምድር ፡ እንደምትሞት ፡ አታው ቅም ፤ አላህ ፡ ዐዋቂ ፡ ውስጠ ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ።

ምዕራፍ : 32 : አል-ሰጅዳህ ። ክፍል : 21 ።



በአላህ ፡ ስም ፡ እጅግ ፡ በጣም ፡ ርኅሩህ ፡ በጣም ፡ አዛኝ ፡ በሆነው።

1 አ. ለ. መ. (አሊፍ ፡ ላም ፡ ሚም) ።

2 የመጽሐፉ ፡ መወረድ ፡ ጥርጥር ፡ የለበትም ፤ ከዓለማት ፡ ጌታ ፡ ነው ።

3 ይልቁንም ፡ ቀጠፈው ፡ ይላሉን ? አይደለም ፤ እርሱ ፡ ከጌታህ ፡ ዘንድ ፡ የኾነ ፡ እውነት ፡ ነው ፤ በርሱ ፡ ከአንተ ፡ በፊት ፡ ከአስ

ፈራሪ ፡ (ነቢይ) ፡ ያልመጣባቸ ውን ፡ ሕዝቦች ፡ ልታስፈራራ በት ፡ (ያወረደላህ ፡ ነው) ፤ እነ ርሱ ፡ ሊምመሩ ፡ ይከጀላልና ።

4 አላህ ፡ ያ ፡ ስማያትንና ፡ ምድ ርን ፡ በመካከላቸውም ፡ ያለውን ፡ ሁሉ ፡ በስድስት ፡ ቀኖች ፡ ውስጥ ፡ የፈጠረ ፡ ከዚያም ፡ በዐርሹ ፡ ላይ ፡ (ሥልጣን) ፡ የተዳለደለ ፡ ነው ፤ ከርሱ ፡ ሌላ ፡ ለናንተ ፡ ረዳ

ትም ፡ አማላጅም ፡ ምንም ፡ የላ ችሁም ፤ አትገሠጹም ?

5 ነገሩን ፡ ሁሉ ፡ ከሰማይ ፡ ወደ ፡ ምድር ፡ ያዘጋጃል ፤ ከዚያም ፡ ከምትቆጥሩት ፡ (ዘመን) ፡ ልኩ ፡ ሺሕ ፡ ዓመት ፡ በኾነ ፡ ቀን ፡ ውስጥ ፡ ወደርሱ ፡ ይወጣል ፤ (ይመለሳል) ።

6 ይህ ፡ (ይህንን ፡ የሠራው) ፡ ሩቁ ንም ፡ ቅርቡንም ፡ ሁሉ ፡ ዐዋ ቂው ፡ አሸናፊው ፡ አዛኙ ፡ (ጌታ) ፡ ነው ።

7 ያ ፡ የፈጠረውን ፡ ነገር ፡ ሁሉ ፡ ያሳመረው ፡ የሰውንም ፡ ፍጥረት ፡ ከጭቃ ፡ የጀመረው ፡ ነው ።

8 ከዚያም ፡ ዘሮቹን ፡ ከተጣለለ ፡ ከደካማ ፡ ውሃ ፡ ያደረገ ፡ ነው ።

9 ከዚያም ፡ (ቅርጹን) ፡ አስተካከ ለው ፤ በርሱ ፡ ውስጥም ፡ ከመን ፈሱ ፡ ነፋስበት ፤ (ነፍስ ፡ ዘራበት) ፤ ለናንተም ፡ ጀሮዎችን ፡ ዓይኖች ንና ፡ ልቦችንም ፡ አደረገላችሁ ፡ በጣም ፡ ጥቂትን ፡ ብቻ ፡ ታመስ ግናላችሁ ።

10 በምድርም ፡ ውስጥ ፡ (በስብሰን) ፡ በጠፋን ፡ ጊዜ ፡ እኛ ፡ በአዲስ ፡ መፈጠር ፡ ውስጥ ፡ እንኾናለን ? አሉ ፤ በውነቱ ፡ እነሱ ፡ በጌታ ችው ፡ መገናኘት ፡ ከሐዲዎች ፡ ናቸው ።

11 —በናንተ ፡ የተወከለው ፡ መል አከ ፡ ሞት ፡ ይገድላችኋል ፤ ከዚ ያም ፡ ወደ ፡ ጌታችሁ ፡ ትመለሳ ላችሁ ፡ በላቸው ።

12 አመጣኞችም ፡ በጌታቸው ፡ ዘንድ ራሶቻቸውን ፡ ያቀረቀሩ ፡ ኾነው ፡ —ጌታችን ፡ ሆይ ! አየን ፤ ሰማ ንም ፤ መልካምን ፡ እንሠራለንና ፡

(ወደ ፡ ምድረ ፡ ዓለም) ፡ መልሰን ፤ እኛ ፡ አረጋጋጮች ፡ ነን ፤ (የሚሉ ፡ ሲኾኑ) ፡ ብታይ ፡ ኖሮ ፡ (አስደን ጋጬን ፡ ነገር ፡ ታይ ፡ ነበር)።

13 በሻንም ፡ ኖሮ ፡ ነፍስን ፡ ሁሉ ፡ ቅንነቷን ፡ (እምነቷን) ፡ በሰጠ ናት ፡ ነበር ፤ ግን ፡ ገሀንምን ፡ ከአጋንንትና ፡ ከሰዎች ፡ የተሰበ ሰቡ ፡ ኾነው ፡ በእርግጥ ፡ እመ ላለሁ ፡ ማለት ፡ ቃሉ ፡ ከኔ ፡ ተረ ጋጣጧል ።

14 ይህንንም ፡ ቀናችሁን ፡ መገናኘ ትን ፡ በመርሳታችሁ ፡ ምክንያት ፡ (ቅጣትን) ፡ ቅመሱ ! እኛ ፡ ተው ናችሁ ፤ ትሠሩት ፡ በነበራችሁ ትም ፡ ጥፋት ፡ ዘውታሪን ፡ ቅጣት ቅመሱ ፡ (ይባላሉ) ።

15 በአንቀጾቻችን ፡ የሚያምኑት ፡ እነዚያ ፡ በርሷ ፡ በተገሠጹ ፡ ጊዜ ፡ ሰጋጆች ፡ ኾነው ፡ የሚወድቁ ትና ፡ እነሱም ፡ የማይኮሩ ፡ ኾነው ፡ በጌታቸው ፡ ምስጋና ፡ (ተጎናጽፈው) ፡ የሚያወድሱት ፡ ብቻ ፡ ናቸው ።

16 ጌታቸውን ፡ ለመፍራትና ፡ ለመ ከጀል ፡ የሚጠሩት ፡ ኾነው ፡ ጎኖ ቻቸው ፡ ከመጋደሚያ ፡ ስፍራ ዎች ፡ ይራራቃሉ ፤ ከሰጠናቸ ውም ፡ (ጸጋ) ፡ ይለገሳሉ ።

17 ይሠሩትም ፡ ለነበሩት ፡ ለመመን ዳት ፡ ከዓይኖች ፡ መርጊያ ፡ ለነሱ ፡ የተደበቀላቸውን ፡ (ጸጋ) ፡ ማን ኛይቱም ፡ ነፍስ ፡ አታውቅም ።

18 አማኝ ፡ የኾነ ፡ ሰው ፡ አመጠኛ ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡ ሰው ፡ ነውን ? አይ ተካክሉም ።

19 እነዚያ ፡ ያመኑና ፡ መልካሞችን ፡ የሠሩማ ፡ ለነሱ ፡ ይሠሩት ፡ በነ

በሩት ፡ ምክንያት ፡ መስተንግዶ ፡ ሲኾኑ ፡ መኖሪያ ፡ ገነቶች ፡ አሏቸው ።

20 እነዚያ ፡ ያምመጡትማ ፤ መኖሪያቸው ፡ እሳት ፡ ናት ፤ ከርሷ ፡ መውጣትን ፡ በፈለጉ ፡ ቀጥር ፡ በርሷ ፡ ውስጥ ፡ ይመለሳሉ ፤ ለነርሱም ፡ ያንን ፡ በርሱ ፡ ታስተባብሉበት ፡ የነበራችሁትን ፡ የእሳት ፡ ቅጣት ፡ ቅመሱ ፡ ይባላሉ ።

21 ይመለሱ ፡ ዘንድም ፡ ከትልቁ ፡ ቅጣት ፡ በፈት ፡ (በዚህ ፡ ዓለም) ፡ ከትንሹ ፡ ቅጣት ፡ በእርግጥ ፡ እና ቀምሳቸዋለን ።

22 በጌታውም ፡ አንቀጾች ፡ ከተገሠጸና ፡ ከዚያም ፡ ከተዋት ፡ ሰው ፡ ይበልጥ ፡ በደለኛ ፡ ግነው ? (የለም) ፤ እኛ ፡ ከተንኮለኞቹ ፡ ተበቃዮች ፡ ነን ።

23 ሙሳንም ፡ መጽሐፍን ፡ በእርግጥ ፡ ሰጠነው ፤ እርሱን ፡ ከመገናኘት ህም ፡ በመጠራጠር ፡ ውስጥ ፡ አትኹን ፤ ለአስራኤል ፡ ልጆችም ፡ መሪ ፡ አደረገነው ።

24 በታገሡና ፡ በታምራቶቻችን ፡ የሚያረጋግጡ ፡ በኾኑም ፡ ጊዜ ፡

ከነርሱ ፡ በትእዛዛችን ፡ የሚመሩ ፡ መሪዎችን ፡ አደረግን ፤

25 ጌታህ ፡ እርሱ ፡ በዚያ ፡ በርሱ ፡ ይለያዩበት ፡ በነበሩት ፡ ነገር ፡ በትንሣኤ ፡ ቀን ፡ በመካከላቸው ፡ (በፍርድ) ፡ ይለያል ፤


26 ከክፍለ ፡ ዘመናት ፡ ሰዎች ፡ ብዙዎችን ፡ ያጠፋን ፡ መኾናችን ፡ በመኖሪያዎቻቸው ፡ የሚኼዱ ፡ ሲኾኑ ፡ ለነርሱ ፡ አልተገለጸላቸውምን ? በዚህ ፡ ውስጥ ፡ ምልክቶች ፡ አሉበት ፤ አይሰሙምን ?

27 እኛ ፡ ውሃን ፡ ወደ ፡ ደረቅ ፡ ምድር የምንነዳ ፡ እንስሶቻቸውና ፡ ነፍሶቻቸው ፡ ከርሱ ፡ የሚበሉለትንም ፡ አዝመራ ፡ በርሱ ፡ የምናወጣ ፡ መኾናችንን ፡ አያዩምን ? አይመለከቱምን ?

28 ከውነተኞችም ፡ እንደ ፡ ኾናችሁ ፡ ይህ ፡ ፍርድ ፡ መቼ ፡ ነው ? ይላሉ ።

29 በፍርዱ ፡ ቀን ፡ እነዚያን ፡ የካዱትን ፡ ሰዎች ፡ እምነታቸው ፡ አይጠቅማቸውም ፤ እነሱም ፡ ጊዜን ፡ አይሰጡም ፤ በላቸው ።

30 እነሱንም ፡ ተዋቸው ፤ ተጠባበቅም ፤ እነሱ ፡ ተጠባባቂዎች ፡ ናቸውና ።



በአላህ ፡ ስም ፡ እጅግ ፡ በጣም ፡ ርኅሩህ ፡ በጣም ፡ አዛኝ ፡ በሆነው ።

1 አንተ ፡ ነቢዩ ፡ ሆይ ! አላህን ፡ ፍራ ፤ ከሐዲዎችንና ፡ መናፍቃንንም ፡ አትታዘዝ ። አላህ ፡ ዐዋቂ ፡ ጥበበኛ ፡ ነውና ።

2 ከጌታህም ፡ ወደ ፡ አንተ ፡ የሚወረደውን ፡ ተከተል ፤ አላህ ፡ በምትሠሩት ፡ ሁሉ ፡ ውስጠ ፡ ዐዋቂ ፡ ነውና ።

3 በአላህም ፡ ላይ ፡ ተመካ ፤ መሙኪያም ፡ በአላህ ፡ በቃ ።

4 አላህ ፡ ለአንድ ፡ ሰው ፡ በሆዱ ፡ ውስጥ ፡ ሁለትን ፡ ልቦች ፡ አላደረገም ፤ ሚስቶቻችሁንም ፡ እነዚያን ፡ ከነርሱ ፡ እንደናቶቻችሁ ፡ ጀርባዎች ፡ ይኹኑብን ፡ የምትሏቸውን ፡ እናቶቻችሁ ፡ አላደረገም ፤ ልጅ ፡ በማድረግ ፡ የምታስጠንቀቅውንም ፡ ልጆቻችሁ ፡ አላደረገም ፤ ይሃችሁ ፡ በአርቻችሁ ፡ የምትሉት ፡ ነው ፤ አላህም ፡ እውነቱን ፡ ይናገራል ፤ እርሱም ፡ ትክክለኛውን ፡ መንገድ ፡ ይመራል ።

5 ለአባቶቻቸው ፡ (በማሰጠጋት) ፡ ጥሩዎቸው ፤ እርሱ ፡ አላህ ፡ ዘንድ ፡ ትክክለኛ ፡ ነው ፤ አባቶቻቸውንም ፡ ባታውቁ ፡ በሃይማኖት ፡ ወንድሞቻችሁና ፡ ዘመዶቻችሁ ፡ ናቸው ፤ በርሱ ፡ በተሳሳታችሁበት ፡ ነገርም ፡ በናንተ ፡ ላይ ፡ ኅጢአት ፡ የለባችሁም ፤

ግን ፡ ልቦቻችሁ ፡ ዐውቀው ፡ በሠሩት ፡ (ኅጢአት ፡ አለባችሁ) ፤ አላህም ፡ መሐሪ ፡ አዛኝ ፡ ነው ።

6 ነቢዩ ፡ በምእምናን ፡ ከነፍሶቻቸው ፡ ይበልጥ ፡ ተገቢ ፡ ነው ፤ ሚስቶቹም ፡ እናቶቻቸውና ፡ ናቸው ፤ የዝምድና ፡ ባለ ፡ ቤቶችም ፡ ከፈላቸው ፡ በከፊሉ ፡ (ውርስ) ፡ በአላህ ፡ መጽሐፍ ፡ ውስጥ ፡ ከምእምናንና ፡ ከስደተኞቹ ፡ ይልቅ ፡ የተገባቸው ፡ ናቸው ፤ ግን ፡ ወደ ፡ ወዳጆቻችሁ ፡ (በኑዛዜ) ፡ መልካምን ፡ ብትሠሩ ፡ (ይፈቀዳል) ፤ ይህ ፡ በመጽሐፍ ፡ ውስጥ ፡ የተመዘገበ ፡ ነው ።

7 ከነቢዮችም ፡ የጠበቀ ፡ ኪዳናቸውን ፡ ከአንተም ፡ ከኑሕም ፡ ከኢብራሂምም ፡ ከሙሳም ፡ ከመርየም ፡ ልጅ ፡ ዲሳም ፡ በያዝን ፡ ጊዜ ፡ (አስታውስ) ፤ ከነሱም ፡ የከበደን ፡ ቃል ፡ ኪዳን ፡ ያዝን ።

8 (አላህ) ፡ እውነተኞችን ፡ ከውነታቸው ፡ ሊጠይቅ ፡ (ይህንን ፡ ሠራ) ፤ ለከሐዲዎችም ፡ አሳማሚን ፡ ቅጣት ፡ አዘጋጀ ።

9 አላንተ ፡ ያመናችሁ ፡ ሆይ ፤ ብዙ ፡ ሰራዊት ፡ በመጣችባችሁና ፡ በነሱ ፡ ላይ ፡ ነፋስንና ፡ ያላያችኋትን ፡ ሰራዊት ፡ በላክን ፡ ጊዜ ፡ በናንተ ፡ ላይ ፡ (ያደረገላችሁን) ፡ የአላህን ፡ ጸጋ ፡ አስታውሱ ፤ አላህም ፡ የምትሠሩትን ፡ ሁሉ ፡ ተመልካች ፡ ነው ።

- 10 ከበላያችሁም ፡ ከኅንተ ፡ በታችም ፡ በመጡባችሁ ፡ ጊዜ ፡ ዓይኖችም ፡ በቃበዙ ፡ ልቦችም ፡ እላንቃዎች ፡ በደረሱና ፡ በአላህም ፡ ጥርጣሬዎችን ፡ በጠረጠራችሁ ፡ ጊዜ ፡ (ያደረገላችሁን ፡ አስታውሱ) ።
- 11 እዚያ ፡ ዘንድ ፡ ምእምናን ፡ ተሞከሩ ፤ ብርቱን ፡ መንቀጥቀጥም ፡ ተንቀጠቀጡ ።
- 12 መናፍቆችና ፡ እነዚያ ፡ በልቦቻቸው ፡ ውስጥ ፡ በሽታ ፡ ያለባቸውም ፡ አላህና ፡ መልክተኛው ፡ ማታለልን ፡ እንጂ ፡ ሌላን ፡ አልቀጠሩንም ፡ በሚሉ ፡ ጊዜ ፡ (ያደረገላችሁን ፡ አስታውሱ) ።
- 13 ከነሱም ፡ የኾኑ ፡ ጭፍሮች ፡ የየሥራብ ፡ ሰዎች ፡ ሆይ ! ለኅንተ ፡ ስፍራ ፡ የላችሁምና ፡ ተመለሱ ፡ ባሉ ፡ ጊዜ ፡ (አስታውሱ) ፤ ከነሱም ፡ ከፊሎቹ ፡ እርሷ ፡ ነውረኛ ፡ ሳትኾን ፡ ቤቶቻችን ፡ ነውረኛ ፡ ናቸው ፡ (1) የሚሉ ፡ ኾነው ፡ ነቢዩን ፡ (ከጠሩ ፡ ለመመለስ) ፡ ፈቃድን ፡ ይጠይቃሉ ፤ መሸሽን ፡ እንጂ ፡ ሌላ ፡ አይፈልጉም ።
- 14 በነርሱም ፡ ላይ ፡ (ቤቶቻቸው) ፡ ከየቀበሌዋ ፡ በተገባባት ፡ ከዚያም ፡ ከኢስላም ፡ መመለስን ፡ በተጠየቁ ፡ ኖሮ ፡ በሠሩዋት ፡ ነበር ፤ በርሷም ፡ ጥቂትን ፡ ጊዜ ፡ እንጂ ፡ አይቆዩም ፡ ነበር ።
- 15 ጀርባዎችንም ፡ ላያዘሩ ፡ ከዚያ ፡ በፊት ፡ በእርግጥ ፡ አላህን ፡ ቃል ፡ ኪዳን ፡ የተጋቡ ፡ ነበሩ ፤ የአላህም ፡ ቃል ፡ ኪዳን ፡ የሚጥጠዩቁበት ፡ ነው ።

- 16 ከሞት ፡ ወይም ፡ ከመገደል ፡ ብትሸሹ ፡ መሸሻችሁ ፡ ፈጽሞ ፡ አይጠቅማችሁም ፤ ያን ፡ ጊዜም ፡ ጥቂትን ፡ እንጂ ፡ የምትጠቀሙ ፡ አትደረጉም ፡ በላቸው ።
- 17 —(አላህ) ፡ በኅንተ ፡ ክፉን ፡ ነገር ፡ ቢሻ ፡ ያ ፡ ከአላህ ፡ የሚጠብቃችሁ ፡ ማነው ? ወይም ፡ ለኅንተ ፡ ችሮታን ፡ ቢሻ ፤ (በክፉ ፡ የሚነካችሁ ፡ ማነው ?) በላቸው ፤ ከአላህም ፡ ሌላ ፡ ለነርሱ ፡ ወዳጅም ፡ ረዳትም ፡ አያገኙም ።
- 18 ከኅንተ ፡ ውስጥ ፡ የሚያሳንፉትን ፡ ለወንድሞቻቸውም ፡ ወደኛኑ ፡ የሚሉትን ፡ ውጊያንም ፡ ጥቂትን ፡ እንጂ ፡ የማይመጡትን ፡ በእርግጥ ፡ አላህ ፡ ያውቃቸዋል ።
- 19 በኅንተ ፡ ላይ ፡ (ርዳታን) ፡ የነፈጉ ፡ ኾነው ፡ እንጅ ፡ (የማይመጡትን) ፤ ሽብርም ፡ በመጣ ፡ ጊዜ ፡ እንደዚያ ፡ ከሞት ፡ (መከራ) ፡ በርሱ ፡ ላይ ፡ የሚሸፍን ፡ ዐደጋ ፡ እንደ ወደቀበት ፡ ዓይኖቻቸው ፡ ወዲያና ፡ ወዲህ ፡ የምትዞር ፡ ኾና ፡ ወዳንተ ፡ ሲመለከቱ ፡ ታያቸዋለህ ፤ ሽብርም ፡ በኼደ ፡ ጊዜ ፡ በገንዘብ ፡ ላይ ፡ የሚሳሱ ፡ ኾነው ፡ በተቡ ፡ ምላሶች ፡ ይነድኙትኋል ፤ እነዚያ ፡ አላመኑም ፤ ስለዚህ ፡ አላህ ፡ ሥራዎቻቸውን ፡ አበላሸ ፤ ይህም ፡ በአላህ ፡ ላይ ፡ ገር ፡ ነው ።
- 20 (መናፍቆች) ፡ አሕዛብን ፡ አልኹዱም ፡ ብለው ፡ ያስባሉ ፤ አሕዛቦቹም ፡ ቢመጡ ፡ እነሱ ፡ በዘላኖች ፡ ውስጥ ፡ በገጠር ፡ (የራቁ) ፡ ሊኾኑ ፡ ይመኛሉ ፤ ከወሬዎቻችሁ ፡ ይጠይቃሉ ፤ በኅንተ ፡

1 ጠንካራ ፡ ያልኾኑ ፡ ያልታጠሩ ፡ ናቸው ።

- 1 ውስጥ ፡ በነበሩም ፡ ኖሮ ፡ ጥቂትን ፡ እንጂ ፡ አይዋጉም ፡ ነበር ።
- 21 ለኅንተ ፡ አላህንና ፡ የመጨረሻውን ፡ ቀን ፡ የሚከጅል ፡ ለኾነ ፡ ሰው ፡ አላህንም ፡ በብዙ ፡ ለሚያወሳ ፡ በአላህ ፡ መልክተኛ ፡ መልካም ፡ መከተል ፡ አላችሁ ፤
- 22 አማኞቹም ፡ አሕዛብን ፡ ባዩ ፡ ጊዜ ፡ ይህ ፡ አላህና ፡ መልክተኛው ፡ የቀጠሩን ፡ ነው ፤ አላህና ፡ መልክተኛውም ፡ እውነትን ፡ ተናገሩ ፡ (1) አሉ ። (ይህ) ፡ እምነትንና ፡ መታዘዝንም ፡ እንጂ ፡ ሌላን ፡ አልጨመረላቸውም ።
- 23 ከአማኞቹ ፡ በርሱ ፡ ላይ ፡ ለአላህ ፡ ቃል ፡ ኪዳን ፡ የገቡበትን ፡ በውነት ፡ የፈጸሙ ፡ ወንዶች ፡ አልሉ ፤ ከነሱም ፡ ስለቱን ፡ የፈጸመ ፡ (ለሃይማኖቱ ፡ የተገደለ) ፡ አልለ ፤ ከነሱም ፡ ገና ፡ የሚጠባበቅ ፡ አልለ ፤ (የገቡበትን ፡ ቃል) ፡ መለወጥንም ፡ አልለወጡም ።
- 24 አላህ ፡ እውነተኞችን ፡ በውነተኛነታቸው ፡ ሊመነዳ ፡ መናፍቃንንም ፡ ቢሻ ፡ ሊቀጣ ፡ ወይም ፡ (ቢመለሱ) ፡ በነሱ ፡ ላይ ፡ ጸጸታቸውን ፡ ሊቀበል ፡ (ይህን ፡ አደረገ) ፤ አላህ ፡ መሐሪ ፡ አዛኝ ፡ ነውና ።
- 25 እነዚያንም ፡ የካዱትን ፡ በቁጭታቸው ፡ የተመሉ ፡ መልካምን ፡ ነገር ፡ ያላገኙ ፡ ኾነው ፡ አላህ ፡ መለሳቸው ፤ አማኞቹንም ፡ አላህ ፡ መጋደልን ፡ በቃቸው ፤ አላህም ፡ ብርቱ ፡ አሸናፊ ፡ ነው ።
- 26 እነዚያንም ፡ ከመጽሐፉ ፡ ባለቤቶች ፡ (አሕዛቦችን) ፡ የረዱዋ

1 የተናገሩት ፡ እውነት ፡ መኾኑ ፡ ተገለጠ ።

- ቸውን ፡ (ቁረይዚን) ፡ ከምሽጎቻቸው ፡ አወረዳቸው ፤ በልቦቻቸውም ፡ ውስጥ ፡ መባባትን ፡ ጣለባቸው ፤ ከፊሉን ፡ ትገድላላችሁ ፤ ከፊሉንም ፡ ትማርካላችሁ ።
- 27 ምድራቸውንም ፡ ቤቶቻቸውንም ፡ ገንዘቦቻቸውንም ፡ ገና ፡ ያልረገጣችኋትንም ፡ ምድር ፡ አወረሳችሁ ፤ አላህም ፡ በነገሩ ፡ ሁሉ ፡ ላይ ፡ ቻይ ፡ ነው ።
- 28 አንተ ፡ ነቢይ ፡ ሆይ ! ለሚስቶችህ ፡ (እንዲህ) ፡ በላቸው ፡— ቅርቡቱን ፡ ሕይወትና ፡ ጌጧን ፡ የምትፈልጉ ፡ እንደ ፡ ኾናችሁ ፡ ኑ ፤ አጣቅማችኋለሁና ፤ መልካምንም ፡ ማሰማራት ፡ (በመፍታት) ፡ አስማራችኋለሁና ፤
- 29 አላህንና ፡ መልክተኛውን ፡ የመጨረሻይቱን ፡ አገርም ፡ የምትፈልጉ ፡ ብትኾኑም ፤ እነሆ ፡ አላህ ፡ ከኅንተ ፡ ለመልካም ፡ ሠሪዎቹ ፡ ትልቅን ፡ ምንዳ ፡ አዘጋጅቷል ።
- 30 የነቢዩ ፡ ሴቶች ፡ ሆይ ! ከኅንተ ፡ ውስጥ ፡ ግልጽ ፡ የኾነን ፡ መጥፎ ፡ ሥራ ፡ የምትሠራ ፡ ለርሷ ፡ ቅጣቱ ፡ ሁለት ፡ እጥፍ ፡ ኾና ፡ ይነባበርበታል ፤ ይህም ፡ በአላህ ፡ ላይ ፡ ገር ፡ ነው ።



- 31 ከኅንተም ፡ ለአላህና ፡ ለመልክተኛው ፡ የምትታዘዝ ፡ መልካም ፡ ሥራንም ፡ የምትሠራ ፡ ምንዳዋን ፡ ሁለት ፡ ጊዜ ፡ እንሰጣታለን ፤ ለርሷም ፡ የከበረን ፡ ሲሳይ ፡ አዘጋጅተንላታል ።
- 32 የነቢዩ ፡ ሴቶች ፡ ሆይ ! ከሴቶች ፡ እንደ ፡ ማናቸው ፡ አይደላችሁም ፤

አላህን ፡ ብትፈሩ ፡ (ትበልጣላ ችሁ) ፤ ያ ፡ በልቡ ፡ ውስጥ ፡ በሽታ ፡ ያለበት ፡ እንዳይከጅል ፡ በንግግር ፡ አትለስልሱም ፤ መልካምንም ፡ ንግግር ፡ ተናገሩ ።

33 በቤቶቻችሁም ፡ ውስጥ ፡ እርጉ ፤ እንደ ፡ ፊተኛይቱ ፡ መሃይምንነት ፡ ጊዜ ፡ መገለጥም ፡ በማጌጥ ፡ አትገለጡ ፤ ሰላትንም ፡ በደንቡ ፡ ስገዱ ፤ ዘካንም ፡ ስጡ ፤ አላህንና ፡ መልክተኛውንም ፡ ታዘዙ ፤ የነቢዩ ፡ ቤተሰቦች ፡ ሆይ ! አላህ ፡ የሚሻው ፡ ከናንተ ፡ ላይ ፡ ርክሰትን ፡ ሊያስወግድና ፡ ማጥራትንም ፡ ሊያጠራችሁ ፡ ብቻ ፡ ነው ።

34 ከአላህ ፡ አንቀጾችና ፡ ከጥበቡም ፡ በቤቶቻችሁ ፡ የሚነበበውን ፡ አስታውሱ ፤ አላህ ፡ እዝነቱ ፡ ረቂቅ ፡ ውስጠ ፡ ዐዋቂ ፡ ነውና ፤

35 መሰሊሞች ፡ ወንዶችና ፡ መሰሊሞች ፡ ሴቶች ፡ ምእምናንና ፡ ምእምናትም ፡ ታዛዦች ፡ ወንዶችና ፡ ታዛዦች ፡ ሴቶችም ፡ እውነተኛች ፡ ወንዶችና ፡ እውነተኛች ፡ ሴቶችም ፡ ታጋሾች ፡ ወንዶችና ፡ ታጋሾች ፡ ሴቶችም ፡ አላህን ፡ ፈሪዎች ፡ ወንዶችና ፡ አላህን ፡ ፈሪዎች ፡ ሴቶችም ፡ መጽዋቸች ፡ ወንዶችና ፡ መጽዋቸች ፡ ሴቶችም ፡ ጸሚዎች ፡ ወንዶችና ፡ ጸሚዎች ፡ ሴቶችም ፡ (ካልተፈቀደ ፡ ሥራ) ፡ ብልቶቻቸውን ፡ ጠባቂዎች ፡ ወንዶችና ፡ ጠባቂዎች ፡ ሴቶችም ፡ አላህን ፡ በብዙ ፡ አውሺዎች ፡ ወንዶችና ፡ አውሺዎች ፡ ሴቶችም ፡ አላህ ፡ ለነርሱ ፡ ምሕረትንና ፡ ታላቅን ፡ ምንዳ ፡ አዘጋጅቶላቸዋል ።

36 አላህና ፡ መልክተኛውም ፡ ነገርን ፡ በፈረዱ ፡ ጊዜ ፡ ለምእምናንና ፡ ለምእምናት ፡ ከነገራቸው ፡ ለነርሱ ፡ ምርጫ ፡ ሊኖራቸው ፡ አይገባም ! የአላህንና ፡ የመልክተኛውንም ፡ ትእዛዝ ፡ የጣሰ ፡ ሰው ፡ ግልጥ ፡ የኾነን ፡ መሳሳት ፡ በእርግጥ ፡ ተሳሳተ ።

37 ለዚያም ፡ አላህ ፡ በርሱ ፡ ላይ ፡ ለለገሰለትና ፡ (አንተም ፡ ነጻ ፡ በማውጣት) ፡ በርሱ ፡ ላይ ፡ ለለገሰለት ፡ ሰው ፡ (ለዘይድ) ፡ አላህ ፡ ገላጩ ፡ የኾነን ፡ ነገር ፡ በነፍሱም ፡ ውስጥ ፡ የምትደብቅና ፡ አላህ ፡ ልትፈራው ፡ ይልቅ ፡ የተገባው ፡ ሲኾን ፡ ሰዎችን ፡ የምትፈራ ፡ ኾነህ ፡— ሚስትህን ፡ ባንተ ፡ ዘንድ ፡ ያዝ ፤ (ከመፍታት) ፡ አላህንም ፡ ፍራ ፤ በምትል ፡ ጊዜ ፡ (አስታውስ) ፤ ዘይድም ፡ ከርሷ ፡ ጉዳይን ፡ በፈጸመ ፡ ጊዜ ፡ (1) በምእምናኖች ፡ ላይ ፡ ልጅ ፡ አድርገው ፡ ባስጠጉዋቸው ፡ (ሰዎች) ፡ ሚስቶች ፡ ከነሱ ፡ ጉዳይን ፡ በፈጸሙ ፡ ጊዜ ፡ (በማግባት) ፡ ችግር ፡ እንዳይኖርባቸው ፡ እርሷን ፡ አጋባንህ ፤ የአላህም ፡ ትእዛዝ ፡ ተፈጻሚ ፡ ነው ።

38 በነቢዩ ፡ ላይ ፡ አላህ ፡ ለርሱ ፡ በፈረደው ፡ ነገር ፡ ምንም ፡ ችግር ፡ ሊኖርበት ፡ አይገባም ፤ በነዚያ ፡ ከዚያ ፡ በፊት ፡ ባለፉት ፡ (ነቢያት) ፡ አላህ ፡ ደነገገው ፤ የአላህም ፡ ትእዛዝ ፡ የተፈረደ ፡ ፍርድ ፡ ነው ።

39 ለነዚያ ፡ የአላህን ፡ መልክቶች ፡ ለሚያደርሱና ፡ ለሚፈሩት ፡ ከአ

1 ፍላጎትን ፡ አርክቶ ፡ በፈታትና ፡ ዲዳዋን ፡ በጨረሰች ፡ ጊዜ ፡

ላህ ፡ በስተቀርም ፡ አንድንም ፡ ለማይፈሩት ፡ (ተደነገገ) ፤ ተቆጣጣሪም ፡ በአላህ ፡ በቃ ።

40 ሙሐመድ ፡ ከወንዶቻችሁ ፡ የአንድም ፡ ሰው ፡ አባት ፡ አይደለም ፡ ግን ፡ የአላህ ፡ መልክተኛና ፡ የነቢዮች ፡ መደምደሚያ ፡ ነው ፤ አላህም ፡ በነገሩ ፡ ሁሉ ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ።

41 እላንተ ፡ ያመናችሁ ፡ ሆይ ! አላህን ፡ ብዙ ፡ ማውሳትን ፡ አውሱት ።

42 በቀኑ ፡ መጀመሪያና ፡ መጨረሻም ፡ አጥፋት ።

43 እርሱ ፡ ያ ፡ በናንተ ፡ ላይ ፡ እዝነትን ፡ የሚያወርድ ፡ ነው ፤ መላእክቶቹም ፡ (እንደዚሁ ፡ ምሕረትን ፡ የሚለምኑላችሁ ፡ ናቸው) ፤ ከጨለማዎች ፡ ወደ ፡ ብርሃን ፡ ያወጣችሁ ፡ ዘንድ ፡ (ያዝንላችኋል) ፤ ለአማኞችም ፡ በጣም ፡ አዛኝ ፡ ነው ።

44 በሚገናኙት ፡ ቀን ፡ መከባበሪያቸው ፡ ሰላም ፡ መባባል ፡ ነው ፤ ለነርሱም ፡ የከበረን ፡ ምንዳ ፡ አዘጋጅቶላቸዋል ።

45 አንተ ፡ ነቢዩ ፡ ሆይ ! እኛ ፡ መስካሪ ፡ አብሳሪና ፡ አስፈራሪም ፡ አድርገን ፡ ላክንህ ።

46 ወደ ፡ አላህም ፡ በፈቃዱ ፡ ጠሪ ፡ አብሪ ፡ ብርሃንም ፡ (አድርገን ፡ ላክንህ) ፤

47 አማኞችንም ፡ ከአላህ ፡ ዘንድ ፡ ለነርሱ ፡ ታላቅ ፡ ችሮታ ፡ ያላቸው ፡ መኾንን ፡ አብሰራቸው ።

48 ከሐዲዎችንና ፡ መናፍቃንንም ፡ አትታዘዛቸው ፤ ማሰቃየታቸው

ንም ፡ (ለአላህ) ፡ ተው ፤ (1) በአላህም ፡ ላይ ፡ ተጠጋ ፤ መጠጊያም ፡ በአላህ ፡ በቃ ።

49 እላንተ ፡ ያመናችሁ ፡ ሆይ ! ምእምናትን ፡ ባገባችሁና ፡ ከዚያም ፡ ሳትነኩዋቸው ፡ በፊት ፡ በፈታችኋቸው ፡ ጊዜ ፡ ለናንተ ፡ በነሱ ፡ ላይ ፡ የምትቆጥሩዋት ፡ ዲዳ ፡ (2) ምንም ፡ የላችሁም ፡ አጣቅሚያውም ፤ (ጉርሻ ፡ ስጡዋቸው) ፤ መልካም ፡ ማሰናበትንም ፡ አሰናብቷቸው ።

50 አንተ ፡ ነቢዩ ፡ ሆይ ! እኛ ፡ እነዚያን ፡ መሀሮቻቸውን ፡ (3) የሰጠሃቸውን ፡ ሚስቶችህን ፡ አላህ ፡ ባንተ ፡ ላይ ፡ ከመለስልህም ፡ እነዚያን ፡ እጅህ ፡ የጨበጠቻቸውን ፡ ምርኮኞች ፡ እነዚያንም ፡ ከአንተ ፡ ጋር ፡ የተሰደዱትን ፡ የአገግተህን ፡ ሴቶች ፡ ልጆች ፡ የአክስቶችህንም ፡ ሴቶች ፡ ልጆች ፡ የየሹማህንም ፡ ሴቶች ፡ ልጆች ፡ የየሹሚዎችህንም ፡ (4) ሴቶች ፡ ልጆች ፡ (ማግባትን) ፡ ለአንተ ፡ ፈቅደን ልሃል ፤ የአመነችንም ፡ ሴት ፡ ነፍሷን ፡ (ራሷን) ፡ ለነቢዩ ፡ ብትሰጥ ፡ ነቢዩ ፡ ሊያገባት ፡ የፈለገ ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡ ከምእምናን ፡ ሌላ ፡ ላንተ ፡ ብቻ ፡ የጠራች ፡ ስትኾን ፡ (ፈቀድንልህ) ፤ በነርሱ ፡ (በምእምናን) ፡ ላይ ፡ በሚስቶቻቸውና ፡

1 በምዕራፍ : 22 ፡ አንቀጽ : 39 ፡ ለሚገደሉ ፡ ሰዎች ፡ መጋደል ፡ ተፈቀደላቸው ፡ በሚለው ፡ ተሸርአል ።
 2 ሦስት ፡ ደም ፡ ጥራት ፡ ወይም ፡ ሦስት ፡ ወር ፡ መታገሥ ።
 3 የቅጥር ፡ ገንዘቦቻቸውን ።
 4 አንተ ፡ የአባት ፡ ወንድም ፡ ብቻ ፡ የሹማ ፡ የእናት ፡ ወንድም ፡ አክስት ፡ የአባት ፡ እገት ፡ ብቻ ፡ የሹሜ ፡ የእናት ፡ እገት ፡ ናቸው ።

እጆቻቸው : በጨበጧቸው : (ባሮች : ነገር) : ግዴታ : ያደረግን ባቸውን : በእርግጥ : ዐውቀናል ፤ ባንተ : ላይ : ችግር : እንዳይኖር : (ያለፉትን : ፈቀድንልህ) ፤ አላህም : መሐሪ : አዛኝ : ነው ።

51 ከነሱ : የምትሻትን : ታቆያለህ ፤ የምትሻትንም : ወደ : አንተ : ታስጠጋለህ ፤ (በመፍታት) : ከአራቅሃትም : የፈለግሃትን : (በመመለስ : ብታስጠጋ) : በአንተ : ላይ : ኅጢአት : የለብህም ፤ ይህ : ዓይኖቻቸው : ወደ : መርጋት : ወደ : አለማዘናቸውም : ለሁሉም : በሰጠሃቸው : ነገር : ወደ : መውደዳቸውም : በጣም : የቀረበ : ነው ፤ አላህም : በልቦቻችሁ : ውስጥ : ያለውን : ሁሉ : ያውቃል ፤ አላህም : ዐዋቂ : ታጋሽ : ነው ።

52 ከነዚህ : በኋላ : እጅህ : ከጨበጠቻቸው : (ባሮች) : በስተቀር : ሴቶች : ለአንተ : አይፈቀዱልህም ፤ ከሚስቶችም : መልካቸው : ቢደንቅህም : እንኳ : በነርሱ : ልታላውጥ : (አይፈቀድልህም) ፤ አላህም : በነገሩ : ሁሉ : ላይ : ተጠባባቂ : ነው ።

53 እላንተ : ያመናችሁ : ሆይ ! መድረሱን : የማትጠባበቁ : ስትኾኑ : ወደ : ምግብ : ካልተፈቀደላችሁ : በስተቀር : የነቢዩን : ቤቶች : (በምንም : ጊዜ) : አትግቡ ፤ ግን : በተጠራችሁ : ጊዜ : ግቡ ፤ በተመገባችሁም : ጊዜ : ወዲያውኑ : ተበተኑ ፤ ለወግ : የምትጫወቱ : ሽናችሁም : (አትቆዩ) ፤ ይሃችሁ : ነቢዩን : በእርግጥ : ያስቸግራል ፤ ከናንተም : ያፍራል ፤ ግን : አላህ :

ከውነት : አያፍርም ። ዕቃንም : (ለመዋስ) : በጠየቃችኋቸው : ጊዜ : ከመጋረጃ : ኋላ : ሽናችሁ : ጠይቋቸው ፤ ይሃችሁ : ለልቦቻችሁ ፤ ለልቦቻቸውም : የበለጠ : ንጽሕና : ነው ፤ የአላህንም : መልክተኛ : ልታስቸግሩ : ሚስቶቹንም : ከርሱ : በኋላ : ምንጊዜም : ልታገቡ : ለናንተ : አይገባችሁም ፤ ይሃችሁ : አላህ : ዘንድ : ከባድ : (ኅጢአት) : ነው ።

54 ማንኛውንም : ነገር : ብትገልጹ : ወይም : ብትደብቁት : (በርሱ : ይመነዳችኋል) ፤ አላህ : ነገሩን : ሁሉ : ዐዋቂ : ነው ።

55 (የነቢዩ : ሚስቶች) : በአባቶቻቸው : በወንዶች : ልጆቻቸውም : በወንድሞቻቸውም : በወንድሞቻቸው : ወንዶች : ልጆችም : በእኅቶቻቸው : ወንዶች : ልጆችም : (ምእምናት : በኾኑት) : በሴቶቻቸውም : እጆቻቸው : በጨበጧቸውም : ባሮች : (አጠገብ : በመገለጥ) : በነሱ : ላይ : ኅጢአት : የለባቸውም ፤ (ሴቶች : ሆይ ! ታዘዙ) : አላህንም : ፍሩ ፤ አላህ : በነገሩ : ሁሉ : ላይ : መስካሪ : ነው ።

56 አላህና : መላእክቱ : በነቢዩ : ላይ : የአክብሮት : እዝነትን : ያወርዳሉ ፤ እላንተ : ያመናችሁ : ሆይ ! በርሱ : ላይ : የአክብሮት : እዝነትን : አውርዱ ፤ የማክበርንም : ሰላምታ : ሰላም : በሉ ።

57 እነዚያ : አላህንና : መልክተኛውን : የሚያስከፉ : በቅርቡ : ዓለም : በመጨረሻይቱም : አላህ : ረግሟቸዋል ፤ ለነርሱም : አዋራጅን : ቅጣት : ደግሰላቸዋል ።

58 እነዚያም : ምእምናንንና : ምእምናትን : ባልሠሩት : ነገር : (በመዘለፍ) : የሚያስቃዩ : ዕብላትንና : ግልጽ : ኅጢአትን : በእርግጥ : ተሸከሙ ።

59 አንተ : ነቢዩ : ሆይ ! ለሚስቶችህ : ለሴቶች : ልጆችህም : ለምእምናን : ሚስቶችም : ከመከናኖሪያዎቻቸው : በላያቸው : ላይ : እንዲለቁ : ንገራቸው ፤ ይህ : እንዲታወቁና : (በባለጊዎች) : እንዳይደፈሩ : ለመኾን : በጣም : የቀረበ : ነው ፤ አላህም : መሐሪ : አዛኝ : ነው ።

60 መናፍቃንና : እነዚያ : በልቦቻቸው : ውስጥ : (የእመንዝራነት) : በሽታ : ያለባቸው : በመዲናም : ውስጥ : (በወሬ) : አሸባሪዎቹ : (ከዚህ : ሥራቸው) : ባይከለከሉ : በነርሱ : ላይ : በእርግጥ : እንቀሳቅሰሃለን ፤ ከዚያም : በርሷ : ውስጥ : ጥቂትን : እንጂ : አይጎራቡቲህም ።

61 የተረገሙ : ኾነው : እንጂ : (አይጎራቡቲህም) ፤ በየትም : ስፍራ : ቢገኙ : ይያዛሉ ፤ መገደልንም : ይገደላሉ ።

62 (ይህኛ) : በነዚያ : በሬት : ባለፉት : (ላይ : የደነገጋት) : የአላህ : ድንጋጌ : ናት ፤ ለአላህም : ድንጋጌ : ፈጽሞ : መለወጥን : አታገኛም ።

63 ሰዎቹ : ከሰዓቲቱ : ይጠይቁሃል ፤ ዕውቀትዎ : አላህ : ዘንድ : ብቻ : ነው ፤ በላቸው ፤ የሚያሳውቅህም : ምንድን : ነው ! ሰዓቲቱ : በቅርብ : ጊዜ : ልትኾን : ይከጀላል ።

64 አላህ : ከሐዲዎችን : በእርግጥ : ረግሟቸዋል ፤ ለነርሱም : የተጋጋመችን : እሳት : አዘጋጅቷል ።

65 በርሷ : ውስጥ : ዘለዓለም : ዘውታሪዎች : ሲኾኑ ፤ ወዳጅም : ረዳትም : አያገኙም ።

66 ፈቶቻቸው : በእሳት : ውስጥ : በሚገለባበጡ : ቀን : ዋ : ምኞታችን ! አላህን : በተገዛን : መልክተኛውንም : በታዘዝን : ኖሮ : እያሉ : ይጸጸታሉ ፤

67 ይላሉም :— ጌታችን : ሆይ ! እኛ : ጌቶቻችንንና : ታላላቆቻችንን : ታዘዝን ፤ መንገዱንም : አሳሳቱን ፤

68 ጌታችን : ሆይ ! ከቅጣቱ : እጥፍን : ስጣቸው : ታላቅን : እርግግንም : እርግግቸው።

69 እላንተ : ያመናችሁ : ሆይ ! እንደነዚያ : ሙሳን : እንዳስቃዩት : ሰዎች : አትኾኑ ፤ ካሉትም : ነገር : ሁሉ : አላህ : አጠራው ፤ አላህም : ዘንድ : ባለሞገሥ : ነበር ።


70 እላንተ : ያመናችሁ : ሆይ ! አላህን : ፍሩ ፤ ትክክለኛንም : ንግግር : ተናገሩ ።

71 ሥራዎቻችሁን : ለናንተ : ያበጅላችኋልና : ኅጢአቶቻችሁንም : ለናንተ : ይምርላችኋል ፤ አላህንና : መልክተኛውን : የሚታዘዝም : ሰው : በእርግጥ : ታላቅን : ዕድል : አገኘ ።

72 እኛ : አደራን : በሰማያትና : በምድር : በተራራዎቻችሁም : ላይ : አቀረብናት ፤ መሸከሚንም : እንቢ : አሉ ፤ ከርሷም : ፈሩ ፤ ሰውም : ተሸከማት ፤ እርሱ : በጣም : በደለኛ : ተሳሳቸ : ነውና፤

73 መናፍቃንና ፡ መናፍቃትን ፡ ላይ ፡ አላህ ፡ ንስሐን ፡ ሊቀበል ፡
 ወንዶች ፡ አጋሪዎችንና ፡ ሴቶች ፡ (አደራዋን ፡ ሰው ፡ ተሸከማት) ፤
 አጋሪዎችንም ፡ አላህ ፡ ሊቀጣና ፡ አላህም ፡ መሐሪ ፡ አዛኝ ፡
 በምእምናንና ፡ በምእምናትም ፡ ነው ።

ምዕራፍ : 34 : ሰበእ ። ክፍል : 22 ።



በአላህ ፡ ስም ፡ እጅግ ፡ በጣም ፡
 ርኅሩህ ፡ በጣም ፡ አዛኝ ፡ በሆነው።

1 ምስጋና ፡ ለዚያ ፡ በሰማያትም ፡ 4
 ያለ ፡ በምድርም ፡ ያለ ፡ ሁሉ ፡
 የርሱ ፡ ለኾነው ፡ ለአላህ ፡ ይገ
 ባው ፤ በመጨረሻይቱም ፡ ዓለም ፡
 ምስጋና ፡ ለርሱ ፡ ብቻ ፡ ነው ፤
 እርሱም ፡ ብልሃተኛው ፡ ውስጠ ፡
 ዐዋቂው ፡ ነው ።

2 በምድር ፡ ውስጥ ፡ የሚገባውን ፡
 ሁሉ ፡ ከርሷም ፡ የሚወጣውን ፡
 ከሰማይም ፡ የሚወርደውን ፡ በር
 ሷም ፡ ውስጥ ፡ የሚያርገውን ፡
 ሁሉ ፡ ያውቃል ፤ እርሱም ፡
 አዛኝ ፡ መሐሪው ፡ ነው ።

3 እነዚያ ፡ የካዱትም ፡ ሰዓቲቱ ፡
 አትመጣብንም ፡ አሉ ፤ በላቸው ፡
 —አይደለም ፤ ሩቁን ፡ ሁሉ ፡
 ዐዋቂ ፡ በኾነው ፡ ጌታዬ ፡ እምላ
 ለሁ ፤ በእርግጥ ፡ ትመጣባችኋ
 ለች ፤ የብናኝ ፡ ክብደት ፡ ያክል ፡
 እንኳ ፡ በሰማያትና ፡ በምድር ፡
 ውስጥ ፡ ከርሱ ፡ አይርቅም ፤
 ከዚህ ፡ ያነሰም ፡ ኾነ ፡ የበለጠ ፡
 የለም ፡ በግልጽ ፡ መጽሐፍ ፡
 ውስጥ ፡ የተመዘገበ ፡ ቢኾን ፡
 እንጅ ።

4 እነዚያን ፡ ያመኑትንና ፡ መልካ
 ሞችን ፡ የሠሩትን ፡ ሊመነዳ ፡
 (ሰዓቲቱ ፡ ትመጣባችኋለች) ፤
 እነዚያ ፡ ለነሱ ፡ ምሕረትና ፡ የከ
 በረ ፡ ሲላይ ፡ አላቸው ።

5 እነዚያም ፡ የሚያመልጡ ፡ መስ
 ሷቸው ፡ አንቀጾችንን ፡ ለማፍ
 ረስ ፡ የጣሩ ፡ እነዚያ ፡ ለነርሱ ፡
 ከመጥፎ ፡ ቅጣት ፡ የኾነ ፡ አሳ
 ማሚ ፡ ስቃይ ፡ አላቸው ።

6 እነዚያም ፡ ዕውቀትን ፡ የተሰ
 ጡት ፡ ያንን ፡ ከጌታህ ፡ ወዳ
 ንተ ፡ የተወረደውን ፡ እርሱ ፡
 እውነትና ፡ አሸናፊ ፡ ምስገና ፡
 ወደ ፡ ኾነው ፡ አላህ ፡ መንገድ ፡
 የሚመራ ፡ መኾኑን ፡ ያውቃሉ ።

7 እነዚያም ፡ የካዱት ፡— (መታ
 ችሁ) ፡ መጠጣጠን ፡ ሁሉ ፡ በተ
 በጣጠላችሁ ፡ ጊዜ ፡ እናንተ ፡
 በአዲስ ፡ መፈጠር ፡ ውስጥ ፡ ትኾ
 ናላችሁ ፡ ብሎ ፡ የሚነግራችሁን ፡
 ሰው ፡ እናሳያችሁን ? አሉ ።

8 በአላህ ፡ ላይ ፡ ውሸትን ፡ ቀጠ
 ፈን ? ወይስ ፡ በርሱ ፡ ዕብደት ፡
 አለበትን ? (አሉ) ፤ እንዳሉት ፡
 አይደለም ፤ እነዚያ ፡ በመጨረሻ
 ይቱ ፡ (ዓለም) ፡ የማያምኑት ፡ (በር
 ሷ) ፡ በቅጣት ፡ ውስጥ ፡ (አሁን) ፡
 በራቀ ፡ ስሕተትም ፡ ውስጥ ፡
 ናቸው ።

9 ከሰማይና ፡ ከምድር ፡ በፈታቸ
 ውና ፡ በኋላቸው ፡ ወዳለው ፡
 ሁሉ ፡ አይመለከቱምን ? ብንሻ ፡
 በነርሱ ፡ ምድርን ፡ እንደረባባቸ
 ዋለን ፤ ወይም ፡ በነርሱ ፡ ላይ ፡
 ከሰማይ ፡ ቁራጭን ፡ እንጥልባቸ
 ዋለን ፤ በዚህ ፡ ውስጥ ፡ (ወደ ፡
 ጌታው) ፡ ተመላሽ ፡ ለኾነ ፡ ባሪያ ፡
 ሁሉ ፡ ምልክት ፡ አለበት ።

10 ለዳውድም ፡ ከኛ ፡ የኾነን ፡ ቸሮታ
 በእርግጥ ፡ ሰጠነው ፤ (አልንም) ፡
 — ተራራዎች ፡ ሆይ ! ከርሱ ፡
 ጋር ፡ ውዳሴን ፡ መላልሱ ፤ በራ
 ሪዎችንም ፡ (ገራንለት) ፤ ብረት
 ንም ፡ ለርሱ ፡ አለዘብንለት ።

11 ሰፋፊዎችን ፡ ጥሩሮች ፡ (1) ሥራ ፤
 በአሠራርዎም ፡ መጥን ፤ መልካ
 ምንም ፡ ሥራ ፡ ሥሩ ፤ እኔ ፡ የም
 ትሠሩትን ፡ ነገር ፡ ሁሉ ፡ ተመል
 ካች ፡ ነኝና ፡ (አልነው) ።

12 ለሱልይማንም ፡ ነፋስን ፡ የቀትር ፡
 በፊት ፡ ጉዞዋ ፡ የወር ፡ መንገድ ፡
 የቀትር ፡ በኋላ ፡ ጉዞዋም ፡ የወር ፡
 መንገድ ፡ ሲኾን ፡ ገራንለት ፤
 የነሐስንም ፡ ምንጭ ፡ ለርሱ ፡
 አፈሰስንለት ፤ ከጋኔኖችም ፡ በጌ
 ታው ፡ ፈቃድ ፡ በፊቱ ፡ የሚሠ
 ሩን ፡ (አደረግንለት) ፤ ከነሱም ፡
 ውስጥ ፡ ከትእዛዛችን ፡ ገንፍ ፡

13 ከምኩራቦች ፡ ከምስሎችም ፡
 እንደ ፡ ገንዳ ፡ ከኾኑ ፡ ገበታዎ
 ችም ፡ ከተደላደሉ ፡ ታላላቅ ፡
 ድስቶችም ፡ የሚሻውን ፡ ሁሉ ፡
 ይሠሩለታል ፤ (አልናቸውም) ፡—
 የዳውድ ፡ ቤተሰቦች ፡ ሆይ ! አመ
 ሲጋኞች ፡ ኾናችሁ ፡ (ለጌታችሁ) ፡
 ሥሩ ፤ ከባሮቼ ፡ በጣም ፡ አመስጋ
 ኞቼም ፡ ጥቂቶች ፡ ናቸው ።

14 በርሱም ፡ ላይ ፡ ሞትን ፡ በፈጸም
 ንበት ፡ ጊዜ ፡ መሞቱን ፡ በት
 ሩን ፡ የምትበላ ፡ ተንቀሳቃሽ ፡
 ምስጥ ፡ እንጂ ፡ ሌላ ፡ አላመለከታ
 ችውም ፤ በወደቀ ፡ ጊዜም ፡ ጋኔ
 ኖች ፡ ሩቅን ፡ ምስጢር ፡ የሚያ
 ወቁ ፡ በኾኑ ፡ ኖር ፡ በአዋራጅ ፡
 ስቃይ ፡ ውስጥ ፡ የማይቆዩ ፡ እንደ
 ነበሩ ፡ ተረዱ ።

15 ለሰበእ ፡ (1) በመኖሪያቸው ፡ በው
 ነት ፡ አስደናቂ ፡ ምልክት ፡ ነበራ
 ቸው ፡ ከግራና ፡ ከቀኝ ፡ ሁለት ፡
 አትክልቶች ፡ (ነበሩዋቸው) ፤
 ከጌታችሁ ፡ ሲላይ ፡ ብሎ ፤ ለር
 ሱም ፡ አመስግኑ ፤ (አገራችሁ) ፡
 ውብ ፡ አገር ፡ ናት ፤ (ጌታችሁ) ፡
 መሐሪ ፡ ጌታም ፡ ነው ፤ (ተባሉ) ።

16 (ከማመስገን) ፡ ዞሩም ፤ በነርሱም ፡
 ላይ ፡ የግድቡን ፡ ጎርፍ ፡ ለቀቅን
 ባቸው ፤ በአትክልቶቻቸውም ፡
 ሁለትን ፡ አትክልቶች ፡ ባለ ፡
 መርጋጋ ፡ ፍሬዎችን ፡ ባለ ፡
 ጠደቻና ፡ ከቁርቁራም ፡ ባለ ፡
 ጥቂት ፡ ዛፎችን ፡ ለወጥናቸው ።

17 በመካዳቸው ፡ ይህንን ፡ መነዳና
 ቸው ፤ (እንዲህ ፡ ያለውን ፡ ቅጣት)

1 የብረት ፡ ቀሚሶች ።

1 የአገር ፡ ወይም ፡ ነገዶች ፡ ስም ።

በጣም : ከሐዲን : እንጂ : ሌላ
ውን : እንቀጣለን ?

18 በነርሱና : በዚያች : በውስጡ :
በረከትን : ባደረግንባት : አገር :
(በሻም) : መካከልም : ቅጥልጥል :
ከተሞችን : አደረግን ፤ በርዕም :
ጉዞን : ወሰንን ፤ ጸጥተኞች : ሽና
ችሁ : በሌሊቶችም : በቀኖችም :
ተጓዙ ፤ (አልን) #

19 ጌታችን : ሆይ ! በጉዞዎቻችን :
መካከል : አራርቅልን : አሉም ፤
ነፍሶቻቸውንም : በደሉ ፤ (መገረ
ሚያ) : ወሬዎችም : አደረግና
ቸው ፤ መበታተንንም : ሁሉ :
በታተንናቸው ፤ በዚህ : ውስጥ :
በጣም : ታጋሽና : አመስጋኝ :
ለኾነ : ሁሉ : መገመጫዎች :
አሉበት #

20 ኢብሊሲም : በነሱ : ላይ : ምኞ
ቱን : በእርግጥ : ፈጸመ ፤ ከአመኑ
ትም : የኾኑት : ጭፍሮች : በስ
ተቀር : ተከተሉት #

21 በመጨረሻይቱም : ዓለም : የሚ
ያምነውን : ከዚያ : እርሱ : ከርዕ :
በመጠራጠር : ውስጥ : ከኾነው :
ሰው : ለይተን : እንድናውቅ :
እንጅ : በነርሱ : ላይ : ለርሱ :
ምንም : ሥልጣን : አልነበረውም
ጌታህም : በነገሩ : ሁሉ : ላይ :
ተጠባባቂ : ነው #

22 እነዚያን : ከአላህ : ሌላ : (አማል
ክት : ብላችሁ) : የምታስበደቸ
ውን : ጥሩ ፤ በሰማያትም : በምድ
ርም : ውስጥ : የብናኝ : ክብደት :
ያክል : ምንንም : አይችሉም ፤
ለነርሱም : በሁለቱም : ውስጥ :
ምንም : ሽርክና : የላቸውም ፤
ከነርሱም : ለርሱ : ምንም :
አጋዥ : የለውም ፤ በላቸው #

23 ምልጃም : እርሱ : ለፈቀደለት :
ሰው : ብቻ : ቢኾን : እንጂ :
እርሱ : ዘንድ : ምንም : አትጠ
ቅምም ፤ ከልቦቻቸው : ላይ :
ድንጋጤው : በተገለጠም : ጊዜ :
(ተማላጆቹ) : ጌታችሁ : ምን :
አለ ? ይላሉ ፤ (አማላጆቹ) : እውነ
ትን : አለ ፤ እርሱም : ከፍተኛው :
ታላቁ : ጌታ : ነው : ይላሉ #

24 —ከሰማያትና : ከምድር : (ዝና
ምንና : በቃይን) : የሚሰጣችሁ :
ማነው ? በላቸው ፤ አላህ : ነው :
እኛ : ወይም : እናንተ : በትክክ
ለኛው : መንገድ : ላይ : ወይም :
በግልጽ : መሳሳት : ውስጥ :
ነን : በላቸው #

25 —ከአጠፋነው : ጥሩት : አትጠ
የቁም ፤ ከምትሠሩትም : ሥራ :
አንጠየቅም ፤ በላቸው #

26 —ጌታችን : በመካከላችን : ይሰ
በሰባል ፤ ከዚያም : በመካከላችን :
በውነት : ይፈርዳል ፤ እርሱም :
በትክክል : ፈራጁ : ዐዋቂው :
ነው : በላቸው #

27 —እነዚያን : ተጋሪዎች : አድር
ጋችሁ : በርሱ : ያስጠጋችኋቸ
ውን : (ጣቦታት) : አሳዩኝ ፤
ተዉ : (አታጋሩ) ፤ በውነቱ :
እርሱ : አሸናፊው : ብልጻተኛው :
አላህ : ነው ፤ በላቸው #

28 አንተንም : ለሰዎች : ሁሉ :
በመላ : አብሳሪና : አስፈራሪ :
አድርገን : ቢኾን : እንጂ : አልላ
ክንህም ፤ ግን : አብዛኞቹ : ሰዎች :
አያውቁም #

29 —እውነተኞችም : እንደ : ሽና
ችሁ : ይህ : ቀጠሮ : መቼ : ነው ?
ይላሉ #

30 ለናንተ : ከርሱ : አንዲትንም :
ሰዓት : የማትዘገዩበት : የማትቀ
ድሙበትም : የቀጠሮ : ቀን :
አላችሁ : በላቸው #

31 እነዚያ : የካዱትም : በዚህ :
ቁርአን : በዚያ : ከበሬቱ : ባለ
ውም : (መጽሐፍ) : በጭራሽ :
አናምንም : አሉ : በዳዮችም :
ከፈላቸው : ወደ : ከፊሉ : ንግግ
ርን : የሚመላለሱ : ኾነው : በጌ
ታቸው : ዘንድ : በሚቆሙ : ጊዜ :
ብታይ : ኖሮ ፤ (አስደናቂን :
ነገር : ታይ : ነበር) ፤ እነዚያ :
የተዋረዱት : ለነዚያ : ለኮሩት :
እናንተ : ባልነበራችሁ : ኖሮ :
አማኞች : በኾን : ነበር : ይላሉ #

32 እነዚያ : የኮሩት : ለነዚያ : ለተዋ
ረዱት : ከትክክለኛው : እምነት :
ከመጣላችሁ : በኋላ : እኛ : ከለከ
ልናችሁን ? አይደለም : (እናን
ተው) : ከሐዲዎች : ነበራችሁ :
ይሏቸዋል #

33 እነዚያም : የተዋረዱት : ለነዚያ :
ለኮሩት : አይደለም ፤ በአላህ :
እንድንክድና : ለርሱ : ባላንጣዎ
ችን : እንድናደርግ : ስታዙን :
(የከለከለን) : የሌሊትና : የቀን :
ዱለታችሁ : ነው : ይላሉ ፤ ቅጣ
ቱንም : ባዩ : ጊዜ : ጸጸትን : ይገ
ልጣሉ ፤ በነዚያም : በካዱት :
አንገቶች : ላይ : እንዳገለሉችን :
እናደርጋለን ፤ ይሠሩት : የነበሩ
ትን : እንጂ : ሌላን : ይመነዳሉን ?

34 በከተማም : አስፈራሪን : አልላክ
ንም : ነዋሪዎችዋ : እኛ :
በዚያ : በርሱ : በተላካችሁበት :
ከሐዲዎች : ነን : ያሉ : ቢኾኑ :
እንጂ #

35 እኛም : በንገዘቦችና : ስልጆች :
ይበልጥ : የበዛን : ነን : እኛም :
የምንቀጥጣ : አይደለንም : አሉ #

36 በላቸው : — ጌታዬ : ሲሳይን :
ለሚሻው : ሰው : ያሰፋሉ ፤ ያጠ
ባልም ፤ ግን : አብዛኛዎቹ :
ሰዎች : አያውቁም #

37 ንገዘቦቻችሁና : ልጆቻችሁም :
ያች : እኛ : ዘንድ : መቅረብን :
የምታቀርባችሁ : አይደሉችም ፤
ያመነና : መልካምን : የሠራ :
ብቻ : ሲቀር : እነዚያ : ለነርሱ :
በሠሩት : መልካም : ሥራ :
እጥፍ : ምንዳ : አላቸው ፤ እነ
ሱም : በገነት : ሰገነቶች : ውስጥ :
ጸጥተኞች : ናቸው #

38 እነዚያም : የሚያቅቱ : መስጲ
ቸው : አንቀጾቻችንን : ለማበላ
ሸት : የሚጥሩት : እነዚያ : በቅ
ጣቱ : ውስጥ : የሚጣዱ : ናቸው #

39 —ጌታዬ : ሲሳይን : ከባሮቹ :
ለሚሻው : ሰው : ያሰፋል ፤ ለር
ሱም : ያጠባል ፤ ከማንኛውም :
ነገር : የምትለግሱትን : እርሱ :
ይተካዋል ፤ እርሱም : ከሲሳይ :
ሰጪዎች : ሁሉ : በላጭ : ነው :
በላቸው #

40 ሁሉንም : በሚሰበስባቸውና :
ከዚያም : ለመላእክቶቹ : እነዚህ :
እናንተን : ይግዙ : ነበሩን ?
በሚላቸው : ቀን : (የሚኾነውን :
አስታውስ) #

41 (መላእክቶቹም) : ጥራት : ይገ
ባህ : ከነሱ : ሌላ : ረዳታችን :
አንተ : ብቻ : ነህ ፤ (እንደሚ
ሉት) : አይደለም : ይልቁንም :
ጋኔንን : ይግዙ : ነበሩ ፤ አብዛኞ
ቻቸው : በነርሱ : አማኞች :
ናቸው : ይላሉ #

42 ዛሬም ፡ ከፊላችሁ ፡ ለከፊሉ ፡ መጥቀምንም ፡ ኾነ ፡ መጉዳትን ፡ አይችሉም ፤ ለነዚያም ፡ ለበደሉት ፡ የችን ፡ በርሷ ፡ ታስተባብሉባት ፡ የነበራችሁትን ፡ የእሳት ፡ ቅጣት ፡ ቅመሱ ፡ እንላቸዋለን ።

43 በነርሱም ፡ ላይ ፡ አንቀጾቻችን ፡ ግልጽ ፡ ኾነው ፡ በተነበቡላቸው ፡ ጊዜ ፡ ይህ ፡ አባቶቻችሁ ፡ ይግገዙት ፡ ከነበሩት ፡ ነገር ፡ ሊከለክላችሁ ፡ የሚፈልግ ፡ ሰው ፡ እንጂ ፡ ሌላ ፡ አይደለም ፡ አሉ ፤ ይህም ፡ (ቁርአን) ፡ የተቀጣጠፈ ፡ ውሸት ፡ ነው ፡ እንጂ ፡ ሌላ ፡ አይደለም ፡ አሉ ፡ እነዚያም ፡ የካዲት ፡ እውነቱ ፡ በመጣላቸው ፡ ጊዜ ፡ ይህ ፡ ግልጽ ፡ ደግሞት ፡ ነው ፡ እንጂ ፡ ሌላ ፡ አይደለም ፡ አሉ ።

44 የሚያጠኑዎቸው ፡ የኾኑ ፡ መጽሐፎችንም ፡ ምንም ፡ አልሰጠናቸውም ፤ ከአንተ ፡ በፊትም ፡ አስፈራሪ ፡ ነቢይን ፡ ወደነርሱ ፡ አልላከንም ።

45 እነዚያም ፡ ከነሱ ፡ በፊት ፡ የነበሩት ፡ አስተባብለዋል ፤ የሰጠናቸውንም ፡ ከዐሥር ፡ አንዱን ፡ (እነዚህ) ፡ አልደረሱም ፤ መልክተኞቻችንም ፡ አስተባብሉ ፤ (ነቀፍኳቸውም) ፤ መንቀፌም ፡ እንዴት ፡ ነበር !

46 የምገሥጸችሁ ፡ ባንዲት ፡ ነገር ፡ ብቻ ፡ ነው ፤ (እርሷም) ፡ ሁለት ፡ ሁለት ፡ አንድ ፡ አንድም ፡ ኾናችሁ ፡ ለአላህ ፡ እንድትነሱ ፡ ከዚያም ፡ በጓደኛችሁ ፡ (ርሙሐመድ) ፡ ምንም ፡ ዕብደት ፡ የሌለበት ፡ መኾኑን ፡ መርምራችሁ ፡ እንድትረዱ ፡ ነው ፤ እርሱ ፡ ለናንተ ፡ ከብርቱ ፡ ቅጣት ፡ በስተ

ፊት ፡ አስጠንቃቂ ፡ ነው ፡ እንጂ ፡ ሌላ ፡ አይደለም ፡ በላቸው ።

47 ከዋጋ ፡ ማንኛውም ፡ የጠየቅኋችሁ ፡ ቢኖር ፡ እርሱ ፡ ለናንተው ፡ ነው ፤ ዋጋዬ ፡ በአላህ ፡ ላይ ፡ እንጂ ፡ በሌላ ፡ ላይ ፡ አይደለም ፡ እርሱም ፡ በነገሩ ፡ ሁሉ ፡ ላይ ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ፡ በላቸው ።

48 —ጌታዬ ፡ እውነትን ፡ ያወርዳል ፤ ሩቅ ፡ የኾኑትን ፡ ምስጢሮች ፡ ሁሉ ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ፡ በላቸው ።

49 እውነቱ ፡ መጣ ፤ ውሸትም ፡ መነሻም ፡ መድረሻም ፡ የለውም ፡ (ተወገደ) ፡ በላቸው ።


50 ብሳሳት ፡ የምሳሳተው ፡ በራሴ ፡ ላይ ፡ ብቻ ፡ ነው ፤ ብምመራም ፡ ጌታዬ ፡ ወደኔ ፡ በሚያወርደው ፡ ነው ፤ እርሱ ፡ ሰሚ ፡ ቅርብ ፡ ነውና ፡ በላቸው ።

51 በደነገጡና ፡ ማምለጫ ፡ በሌላቸው ፡ ጊዜ ፡ ከቅርብ ፡ ስፍራም ፡ በተያዙ ፡ ጊዜ ፡ (ኾኑታቸውን) ፡ ብታይ ፡ ኖሮ ፡ (አስደናቂን ፡ ነገር ፡ ባየህ ፡ ነበር) ።

52 በርሱም ፡ (አሁን) ፡ አመንን ፡ ይላሉ ፤ ለነርሱም ፡ ከሩቅ ፡ ስፍራ ፡ (እምነትን) ፡ በቀላል ፡ ማግኘት ፡ ከየታቸው ?

53 በፊትም ፡ በርሱ ፡ በእርግጥ ፡ ክደዋል ፡ ከሩቅ ፡ ስፍራም ፡ በግምት ፡ ንግግርን ፡ ይጥላሉ ።

54 ከዚህ ፡ ቀደም ፡ በመሰሎቻቸው ፡ እንደ ፡ ተሠራውም ፡ ብጤ ፡ በነርሱና ፡ በሚፈልጉት ፡ መካከል ፡ ተጋረደ ፤ እነርሱ ፡ በእርግጥ ፡ በአወላዋይ ፡ ጥርጣሬ ፡ ውስጥ ፡ ነበሩና ።



በአላህ ፡ ስም ፡ እጅግ ፡ በጣም ፡ ርኅሩህ ፡ በጣም ፡ አዛኝ ፡ በሆነው።

1 ምስጋና ፡ ሰማያትንና ፡ ምድርን ፡ ፈጣሪ ፡ መላእክትን ፡ ባለ ፡ ሁለት ፡ ሁለት ፡ ባለ ፡ ሦስት ፡ ሦስትም ፡ ባለ ፡ አራት ፡ አራትም ፡ ክንፎች ፡ የኾኑ ፡ መልክተኞች ፡ አድራጊ ፡ ለኾነው ፡ አላህ ፡ ይገባው ፤ በፍጥረቱ ፡ ውስጥ ፡ የሚሻውን ፡ ይጨምራል ፤ አላህ ፡ በነገሩ ፡ ሁሉ ፡ ላይ ፡ ቻይ ፡ ነውና ።

2 አላህ ፡ ለሰዎች ፡ ከችሮታ ፡ የሚከፍታት ፡ ለርሷ ፡ ምንም ፡ አጋጅ ፡ የላትም ፤ የሚያግደውም ፡ ከርሱ ፡ በኋላ ፡ ለርሱ ፡ ምንም ፡ ለቃቂ ፡ የለውም ፤ እርሱም ፡ አሸናፊው ፡ ጥበበኛው ፡ ነው ።

3 እላንተ ፡ ሰዎች ፡ ሆይ ! በናንተ ፡ ላይ ፡ (ያለውን) ፡ የአላህን ፡ ጸጋ ፡ አስታውሱ ፤ ከአላህ ፡ ሌላ ፡ ፈጣሪ ፡ አልለን ? ከሰማይና ፡ ከምድርም ፡ ሲላይን ፡ የሚሰጣችሁ ፡ አልለን ? ከርሱ ፡ በስተቀር ፡ አምላክ ፡ (ሰጪም) ፡ የለም ፤ ታዲያ ፡ ወዴት ፡ ትዞራላችሁ ።

4 ቢያስተባብሉህም ፡ ከአንተ ፡ በፊት ፡ የነበሩ ፡ መልክተኞች ፡ በእርግጥ ፡ ተስተባብለዋል ፤ ወደ አላህም ፡ ነገሮች ፡ ሁሉ ፡ ይመለሳሉ ።

5 እላንተ ፡ ሰዎች ፡ ሆይ ! የአላህ ፡ ቀጠሮ ፡ እውነት ፡ ነው ፤ የቅርቡም ፡ ሕይወት ፡ አታታላችሁ ፤

አታላዩም ፡ (ሰይጣን) ፡ በአላህ ፡ (መታገሥ) ፡ አያታላችሁ ፤

6 ሰይጣን ፡ ለናንተ ፡ ጠላት ፡ ነው ፤ ስለዚህ ፡ ጠላት ፡ አድርጋችሁ ፡ ያዙት ፤ ተከታዮቹን ፡ የሚጠራው ፡ ከእሳት ፡ ጓዶች ፡ እንዲኾኑ ፡ ብቻ ፡ ነው ።

7 እነዚያ ፡ የካዲት ፡ ለነርሱ ፡ ብርቱ ፡ ቅጣት ፡ አላቸው ፤ እነዚያም ፡ ያመኑትና ፡ በጎ ፡ ሥራዎችን ፡ የሠሩት ፡ ለነርሱ ፡ ምሕረትና ፡ ታላቅ ፡ ምንዳ ፡ አላቸው ።

8 መጥፎ ፡ ሥራው ፡ የተሸለመለትና ፡ መልካም ፡ አድርጎ ፡ ያየው ፡ ሰው ፡ (አላህ ፡ እንዳቀናው ፡ ሰው ፡ ነውን ?) አላህም ፡ የሚሻውን ፡ ሰው ፡ ያጠምማል ፤ የሚሻውንም ፡ ያቀናል ፤ ስለዚህ ፡ በነርሱ ፡ ላይ ፡ (ባለመቅናታቸው) ፡ ስለመቆላጩት ፡ ነፍስህ ፡ አትጥፋ ፤ አላህ ፡ የሚሠሩትን ፡ ሁሉ ፡ ዐዋቂ ፡ ነውና ።

9 አላህም ፡ ያ ፡ ነፋሶችን ፡ የላከ ፡ ነው ፤ ደመናዎችንም ፡ ትቀስቅሳለች ፤ ወደ ፡ ሙት ፡ (ድርቅ) ፡ አገርም ፡ እንነዳዋለን ፤ በርሱም ፡ ምድርን ፡ ከሞተች ፡ በኋላ ፡ ሕያው ፡ እናደርጋታለን ፤ ሙታንንም ፡ መቀስቀስ ፡ እንደዚሁ ፡ ነው ።

10 ማሸነፍን ፡ የሚፈልግ ፡ የኾነ ፡ ሰው ፡ አሸናፊነት ፡ ለአላህ ፡ ብቻ ፡ ነው ፤ (እርሱን ፡ በመግገ

ዛት : ይፈልገው) ፤ መልካም :
ንግግር : ወደርሱ : ይወጣል ፤
በነ : ሥራም : ከፍ : ያደርገዋል ፤
እነዚያም : መጥፎ : ሥራዎችን :
የሚደልቱ : ለነሱ : ብርቱ :
ቅጣት : አላቸው ፤ የነዚያም :
ተንኮል : እርሱ : ይጠፋል ።

11 አላህም : ከዐፈር : ከዚያም : ከፍ
ትወት : ጠብታ : ፈጠራችሁ ፤
ከዚያም : ጉላዎች : አደረጋችሁ ፤
ሴትም : አታረግዝም : አትወል
ድምም : በዕውቀቱ : ቢኾን :
እንጂ ፤ ዕድሜው : ከሚረዘምም :
አንድም : አይረዘምም : ከዕድ
ሜውም : አይጉደልም : በመጽ
ሐፉ : ውስጥ : ያልለ : ቢኾን :
እንጂ ፤ ይህ : በአላህ : ላይ : ገር :
ነው ።

12 ሁለቱ : ባሕሮችም : አይተካከ
ሉም ! ይህ : ጣፋጭ : ጥምን :
ቆራጭ : መጠጡ : በገር : ተዋጭ :
ነው ፤ ይህኛውም : ጨው : መር
ጋጋ : ነው ፤ (1) እርጥብ : ስጋ
ንም : ከሁሉም : ትበላላችሁ ፤
(ከጨው : ባሕር) : የምትለብሷ
ትንም : ጌጥ : ታወጣላችሁ ፤
ከችሮታው : ልትፈልጉና : ልታ
መሰግኑም : መርከቦችን : በርሱ :
ውስጥ : ውሃውን : ቀዳጆች :
ኾነው : (ሲንሻለሉ) : ታያለህ ።

13 ሌሊትን : በቀን : ውስጥ : ያስገ
ባል ፤ ቀንንም : በሌሊት : ውስጥ :
ያስገባል ፤ ፀሐይንና : ጨረቃ
ንም : ገራ ፤ ሁሉም : አተወሰነ :
ጊዜ : ድረስ : ይሮጣሉ ፤ ይሃችሁ :
ጌታችሁ : አላህ : ነው ፤ ንግሥ
ናው : የርሱ : ብቻ : ነው ፤ እነዚ

ያም : ከርሱ : ሌላ : የምትገነዘ
ቸው : የተምር : ፍሬ : ሺፋን :
እንኳ : አይኖራቸውም ።

14 ብትጠሩዋቸው : ጥሪያችሁን :
አይሰሙም ፤ ቢሰሙም : ኖሮ :
ለናንተ : አይመልሱላችሁም ፤
በትንሣኤም : ቀን : (እነርሱን :
በአላህ) : ማጋራታችሁን : ይክ
ዳሉ ፤ እንደ : ውስጠ : ዐዋቂው :
ማንም : አይነግርህም ።

15 እላንተ : ሰዎች : ሆይ ! እናንተ :
(ሁል : ጊዜ) : ወደ : አላህ : ከጃ
ዮች : ናችሁ ፤ አላህም : እርሱ :
ተብቃቂው : ምስጉኑ : ነው ።

16 ቢሻ : ያስወግዳችኋል ፤ አዲስ
ንም : ፍጡር : ያመጣል ።

17 ይህም : በአላህ : ላይ : ምንም :
አስቸጋሪ : አይደለም ።

18 ጎጠአትን : ተሸካሚም : (ነፍስ) :
የሌላዋን : ሸክም : አትሸክምም ፤
የተከበደችም : (ነፍስ) : (1) ወደ :
ሸክሟ : ብትጠራ : (ተጠራው) :
የቅርብ : ዝምድና : ባለቤት :
ቢኾንም : እንኳ : ከርሷ : አን
ዳችን : የሚሸክምላት : አታግ
ኝም ። የምታስጠነቅቀው : እነ
ዚያን : ጌታቸውን : በሩቅ : የሚ
ፈሩትን : ሦላትንም : አስተካክ
ለው : ያደረሱትን : ብቻ : ነው ፤
የተጥራራም : ሰው : የሚጥራ
ራው : ለራሱ : ብቻ : ነው ፤ መመ
ለሻም : ወደ : አላህ : ብቻ : ነው ።

19 ዕውሩና : የሚያየውም : አይተ
ካከሉም ።

20 ጨለማዎችና : ብርሃንም ፤ (እን
ደዚሁ) ።

21 ጥላና : ሐሩርም ፤

1 ይህ : ለምእምናንና : ለከሐዲ : ምሳሌ :
ነው ።

1 ከባድ : ሸክም : የተጫነች ።

22 ሕያዋንና : ሙታንም : አይስተካ
ከሉም ፤ አላህ : የሚሻውን : ሰው :
ያስሰማል ። አንተም : በመቃብር :
ውስጥ : ያሉትን : አስሰሚ : አይ
ደለህም ።

23 አንተ : አስጠንቃቂ : እንጂ :
ሌላ : አይደለህም ።

24 እኛ : አብሳሪና : አስፈራሪ : አድ
ርገን : በውነቱ : (መምሪያ) :
ላክንህ ፤ ማንኛይቱም : ጅዝብ :
በውስጡ : አስፈራሪ : ያላለፈባት :
የለችም ።

25 ቢያስተባብሱህም : እነዚያ : ከበ
ፊታቸው : የነበሩት : በእርግጥ :
አስተባብለዋል ፤ መልክተኞቻቸ
ው : በግልጽ : ማስረጃዎች : በጽ
ሐፍችም : አብራራ : በኾነ : መጽ
ሐፍም : መጥተዋቸዋል ።

26 ከዚያም : እነዚያን : የካዱትን :
ያዝኳቸው ፤ ቅጣቴም : እንዴት :
ነበር ! (በስፍራው : ነው) ።

27 አላህ : ከሰማይ : ውሃን : ማውረ
ዱን : አላየህምን ? በርሱም :
ዓይነቶቻቸው : የተለያዩ : ፍሬ
ዎችን : አወጣን ፤ ከጋራዎችም :
መልኮቻቸው : የተለያዩ : ነጮች :
ቀዮችም : በጣም : ጥቁሮችም :
የኾኑ : መንገዶች : አልሉ ።

28 ከሰዎችም : ከተንቀሳቃሾችም :
ከቤት : እንስሳዎችም : እንደ
ዚሁ : መልኮቻቸው : የተለያዩ :
አልሉ ፤ አላህን : ከባሮቹ : ውስጥ :
የሚፈሩት : ዐዋቂዎቹ : ብቻ :
ናቸው ፤ አላህ : አሸናፊ : መሐሪ :
ነው ።

29 እነዚያ : የአላህን : መጽሐፍ :
የሚያነቡ : ሰላትንም : አስተካ
ከለው : ያደረሱ : ከሰጠናቸውም :

ሲሳይ : በምስጢርም : ኾነ : በግ
ልጽ : የለገሱ : በፍጹም : የማት
ከስርን : ንግድ : ተስፋ : ያደር
ጋሉ ።

30 ምንዳዎቻቸውን : ሊሞላላቸው :
ከችሮታውም : ሊጨምርላቸው :
(ተስፋ : ያደርጋሉ) ፤ እርሱ :
በጣም : መሐሪ : አመስጋኝ :
ነውና ።

31 ያም : ከመጽሐፉ : ወዳንተ : ያወ
ረድንልህ : ከበሬቱ : ላለው : አረ
ጋጋጭ : ሲኾን : እርሱ : እው
ነት : ነው ፤ አላህ : በርግጥ : በባ
ሮቹ : ውስጥ : ዐዋቂ : ተመል
ካች : ነው ።

32 ከዚያም : እነዚያን : ከባሮቻችን :
የመረጥናቸውን : መጽሐፉን :
አወረስናቸው ፤ ከነርሱም : ነፍ
ሱን : በዳይ : አልለ ፤ ከነርሱም :
መካከለኛ : አልለ ፤ ከነሱም : በአ
ላህ : ፈቃድ : በበጎ : ሥራዎች :
ቀዳሚ : አልለ ፤ ያ : (ማውረስ) :
እርሱ : ታላቅ : ችሮታ : ነው ።

33 የመኖሪያ : ገነቶችን : በውስጡ :
የወርቅ : አንባሮችን : ሉልንም :
የሚሸለሙ : ኾነው : ይገቡባ
ታል ፤ በርሷ : ውስጥ : አልባሳ
ታቸውም : ሐር : ነው ።

34 ይላሉም :— ምስጋና : ለዚያ :
ከኛ : ላይ : ሐዘንን : ላስወገደ
ልን : አላህ : ይገባው ፤ ጌታችን :
በጣም : መሐሪ : አመስጋኝ :
ነውና ።

35 (እርሱም) : ያ : ከችሮታው : የዘ
ላለም : መኖሪያን : አገር : ያስፈ
ረን : ነው ፤ በርሷ : ውስጥ : መከራ
አይነካንም ፤ በርሷም : ውስጥ :
ድካም : አይነካንም ።

36 እነዚያ : የካዱትም : ለነርሱ : የገሀንም : እሳት : አላቸው ፤ ይሞቱ ፤ ዘንድ : በነርሱ ፣ ላይ : (በሞት) ፣ አይፈረድም ፤ ከቅጣቷም : ከነሱ ፣ አይቀለልላቸውም ፤ እንደዚህ ፣ ከሐዲን : ሁሉ ፣ እንመነዳለን ።

37 እነርሱም : በርሷ : ውስጥ : እርዳታን : በመፈለግ : በገይል : ይጮሃሉ ፤ ጌታችን : ሆይ ! ከዚያ : እንሠራው : ከነበርነው : ሌላ : በጎ : ሥራን : እንሠራ : ዘንድ : አውጣን : (ይላሉ) ፤ በርሱ : ውስጥ : ያስታወሰ : ሰው : የሚገሠጥበትን ፣ ዕድሜ : አላቆየናችሁምን ? አስጠንቃቂውም : መጥቶላችኋል ፤ (አስተባብላችኋልም) ፤ ስለዚህ : ቅመሱ ፤ ለበደለኞችም : ምንም : ረዳት : የላቸውም : (ይባላሉ) ።

38 አላህ : የሰማያትንና : የምድርን : ምስጢር : በእርግጥ : ዐዋቂ : ነው ፤ እርሱ : በልቦች : ውስጥ : ያለን : ሁሉ : ዐዋቂ : ነውና ።

39 እርሱ : ያ : በምድር : ውስጥ : ምትኮች : ያደረጋችሁ : ነው ፤ የካደም : ሰው : ከሕደቱ : በርሱው : ላይ : ብቻ : ነው ፤ ከሐዲዎችንም : ከሕደታቸው : ከጌታቸው : ዘንድ : መጠላትን : እንጂ : ሌላ : አይጨምርላቸውም ፤ ከሐዲዎችንም : ከሕደታቸው : ከሳራን : እንጂ : አይጨምርላቸውም፤

40 በላቸው : — እነዚያን : ከአላህ : ሌላ : የምትገነዘቡቸውን ፣ ተጋሪዎቻችሁን : አያችሁን ? ከምድር : ምንን : እንደ ፈጠሩ : አሳዩኝ ፣ ወይስ : ለነርሱ : በሰማያት : ውስጥ ሽርክና : አላቸውን ? ወይስ : መጽሐፍን : ሰጠናቸውና : እነርሱ : ከርሱ : በግልጽ : አስረጅ :

ላይ : ናቸውን ? አይደለም ፣ በደለኞች : ከፈላቸው : ከፊሉን : ማታለልን : እንጂ : አይቀጥሩም ።

41 አላህ : ሰማያትንና : ምድርን : እንዳይወገዱ : ይይዛቸዋል ፤ ቢወገዱም : ከርሱ : ሌላ : አንድም : የሚይዛቸው : የለም ፤ እነሆ : እርሱ : ታጋሽ : መሓሪ : ነውና ።


42 አስፈራሪም : ቢመጣላቸው : ከሕዝቦቹ : ሁሉ : ከአንደኛዎ : ይበልጥ : የተመሩ : ሊኾኑ : የመላቸውን : ዲካ : አድርሰው : በአላህ : ማሉ ፤ አስፈራሪም : በመጣላቸው : ጊዜ : መበርገግን : እንጂ : ሌላ : አልጨመረላቸውም ።

43 በምድር : ላይ : ኩራትንና : በክፉ (ተንኮል) : መደለትንም ፣ (እንጂ : አልጨመረላቸውም) ፤ ክፉ : ተንኮልም : በባለ : ቤቱ ላይ : እንጂ ፣ በሌላ ላይ : አይሰፍርም ፤ የቀድሞዎቹን : ደንብ : እንጂ : ይጠባበቃሉን ? ለአላህ : ደንብም ፣ መልሰወጥን : አታገኝም ፤ ለአላህ : ደንብም : መዛወርን : አታገኝም ።

44 በምድር : ላይ : አይኼዱምና : የነዚያን : ከነርሱ : በፊት : የነበሩትን : ሰዎች : መጨረሻ ፣ እንዴት : እንደ ነበረ : አይመለከቱምን ? ከነርሱም : በገይል : የበረቱ : ነበሩ ፤ አላህም : በሰማያትም : ኾነ : በምድር : ውስጥ : ምንም : ነገር : የሚያቅተው : አይደለም ፤ እርሱ : ዐዋቂ : ቻይ : ነውና ።

45 አላህም : ሰዎችን : በሠሩት ጎጠኦት : ቢይዝ : ኖሮ : በወሲ : (በምድር) ፣ ላይ : ምንም :

ተንቀሳቃሽ : ባልተወ : ነበር ፤ ግን : እተወሰነ : ጊዜ : ድረስ : ያቆያቸዋል ፤ ጊዜያቸውም : በመጣ : ወቅት : (በጎጠኦታቸው : ይቀጣቸዋል) ፤ አላህ : በባሮቹ : (ኹኔታ) : ተመልካች : ነውና ።



በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም : ርሶቻቸውን ፣ ያንጋጠጡ : ናቸው ። (2)

1 የ. ሲ. (ያ : ሲን) : (1) 9 ከስተፊታቸውም : ግርዶን : ከስተጳላቸውም : ግርዶን : አደረግን ፤ ሸፍፈንናቸውም ፤ ስለዚህ : እነሱ : አያዩም ።

2 ጥበብ : በተመላበት : ቁርአን : እምላለሁ ፤

3 አንተ : በእርግጥ : ከመልክተኞቹ : ነህ ።

4 በቀጥታው : መንገድ : ላይ : ነህ ።

5 አሸናፊ : አዛኝ : ከሆነው : አምላክ : መወረድን : ተወረደ ።

6 አባቶቻቸው : ያልተስፈሩትን ፣ ሕዝቦች ፣ ልታስጠነቅቅበት : (ተወረደ) ። እነርሱ : ዘንጊዎች : ናቸውና ።

7 በአብዛኞቻቸው : ላይ : ቃሉ : በውነት : ተረጋገጠ ፤ ስለዚህ : እነርሱ : አያምኑም ።

8 እኛ : በአንገቶቻቸው ፣ ላይ : እንዛገላዎችን : አደረግን ፤ እርሷም : (እንዛገላይቱ) : ወደ : አገጮቻቸው : ደራሽ : ናት ፤ እነርሱም :

9 ከስተፊታቸውም : ግርዶን : ከስተጳላቸውም : ግርዶን : አደረግን ፤ ሸፍፈንናቸውም ፤ ስለዚህ : እነሱ : አያዩም ።

10 ብታስጠነቅቃቸውም : ባታስጠነቅቃቸውም : በነርሱ ፣ ላይ ፣ እኩል : ነው ፤ አያምኑም ።

11 የምታስጠነቅቀው : ግሣጺን ፣ የተከተለንና ፣ አልረሕግንን ፣ በሩቅ ፣ የፈራን ፣ ሰው ፣ ብቻ ፣ ነው ፤ በምሕረትና ፣ በመልካም ፣ ምንዳም ፣ አብስረው ።

12 እኛ ፣ ሙታንን ፣ እኛ ፣ በእርግጥ ፣ ሕያው ፣ እናደርጋለን ፤ ያስቀደሙትንም ፣ ሥራ ፣ ፈለጎቻቸውንም ፣ እንጽፋለን ፤ ነገሩንም ፣ ሁሉ ፣ ገላጭ ፣ መሪ ፣ በኾነ ፣ መጽሐፍ ፣ ውስጥ ፣ አጠቃለል ነው ።

13 ለነሱም ፣ የከተማይቱን ፣ (የአንጣኪያን) ፣ ሰዎች ፣ ምሳሌ ፣ መል

2 እጅካንገት ፣ የታሠረ ፣ ሰው ፣ ለመዘደር ፣ እንደግይታ ፣ ወደ ፣ እምነት ፣ አያዘነብሉም ።

1 አንተ ፣ ሰው ።

★ ★ ★

- ክተኞቹ : በመጣት : ጊዜ : (የኾነውን) : ግለጽላቸው ።
- 14 ወደነርሱ : ሁለትን : ሰዎች : በላክንና : ባስተባበሉባቸው : ጊዜ : በሦስተኛም : በአበረታኝና : እኛ : ወደ : እናንተ : መልክተኞች : ነን : ባሏቸው : ጊዜ : (የኾነውን : ምሳሌ : ግለጽላቸው) ።
- 15 እናንተ : መሰላችን : ሰዎች : እንጂ : ሌላ : አይደላችሁም ፤ አልረሕማንም : ምንም : ነገር : አላወረደም ፤ እናንተ : የምትዋቹ : እንጂ : ሌላ : አይደላችሁም : አሉባቸው ።
- 16 (መልክተኞቹም) : አሉ : — ጌታችን : ያውቃል ፤ እኛ : ወደናንተ : በእርግጥ : መልክተኞች : ነን ፤
- 17 በኛ : ላይም : ግልጽ : የኾነ : ማድረስ : እንጂ : ሌላ : የለብንም።
- 18 (ሕዝቦቹም) : — እኛ : በናንተ : ገደ : ቢሰኙ : ኾን ፤ ባትክከለክሉ : በእርግጥ : እንወግራችኋለን ፤ ከኛም : አሳማሚ : ቅጣት : በእርግጥ : ያገኛችኋል ፤ አሉ ።
- 19 ገደ : ቢሰነታችሁ : ከናንተው : ጋር : ነው ፤ ብትግገሠዱ : (ትዝታላችሁን ?) በውነቱ : እናንተ : ወሰን : አላፈዎች : ሕዝቦች : ናችሁ : አሏቸው ።
- 20 ከከተማይቱም : ፍቅር : ዳርቻ : የሚሮጥ : ሰው : መጣ ፤ ወገኖቹ : ሆይ ! መልክተኞቹን : ተከተሉ : አለ ።
- 21 እነርሱ : ቅኝን : መንገድ : የተመሩ : ሲኾኑ : ዋጋን : የማይጠይቁባችሁን : ሰዎች : ተከተሉ : (አላቸው) ።

- 22 ያንንም : የፈጠረኝን ፤ ወደርሱም : የምትመለሱበትን : (ጌታ) : የማልግዛ ፤ ለኔ : ምን : አለኝ ? (አለ) ።
- 23 ከርሱ : ሌላ : አማልክትን : እይዛለሁን ? አልረሕማንን : በጉዳት : ቢሻኝ : ምልጃቸው : ከኔ : (ለመመለስ) : ምንም : አትጠቀሙኝም ፤ አያድኑኝምም ፤
- 24 እኔ : ያን : ጊዜ : በግልጽ : ስሕተት : ውስጥ : ነኝ ፤
- 25 እኔ : በጌታችሁ : አመንኩ ፤ ስሙኝም ፤ (አለ) ።
- 26 ገነትን : ግባ : ተባለ ፤ (እርሱም) : አለ : — ወገኖቹ : ቢያውቁ : አመኛለሁ ፤
- 27 ጌታዬ : ለኔ : ምሕረት : ያደረገልኝና : ከተከበሩትም : ያደረገኝ : መኾኑን ።
- 28 ከርሱም : በኋላ : በሕዝቦቹ : ላይ : (ልናጠፋቸው) : ሰራዊትን : ከሰማይ : አላወረድንም ፤ (በማንም : ላይ) : አውራጃችም : አልነበርንም ።
- 29 (ቅጣታቸው) : እንዲት : ጩኸት : እንጂ : ሌላ : አልነበረችም ፤ ወዲያውኑም : እነርሱ : ጠፊዎች : ኾኑ ።
- 30 በባሮቹ : ላይ : ዋ : ቁልጭት ! ከመልክተኛ : አንድም : አይመጣቸውም : በርሱ : የሚሳለቁበት : ቢኾኑ : እንጅ ።
- 31 ከነሱ : በፊት : ከክፍለ : ዘመናት : ሕዝቦች : ብዙዎችን : ማጥፋታችንንና : እነሱ : ወደነርሱ : የማይመለሱ : መኾናቸውን : አላወቁምን ?

- 32 ሁሉም : እኛ : ዘንድ : የሚሰበሰቡ ሰቡ : የሚቀረቡ : እንጂ : ሌላ : አይደሉም ።
- 33 የሞተችውም : ምድር : ለነሱ : ምልክት : ናት ! ሕያው : አደረግናት ፤ ከርሷም : ፍሬን : አወጣን ፤ ከርሱም : ይበላሉ ።
- 34 በርሷም : ውስጥ : ከዘምባባዎችና : ከወይዘሮች : የኾኑ : አትክልቶችን : አደረግን ፤ በርሷም : ውስጥ : ምንጮችን : አፈለቅን ።
- 35 ከፍሬውና : እጆቻቸው : ከሠሩትም : ይበሉ : ዘንድ : (ይህን : አደረግን) ፤ አያመሰግኑምን ?
- 36 ያ : ምድር : ከምታበቅለው : ከነፍሶቻቸውም : ከማያውቁትም : ነገር : ዓይነቶችን : ሁሏንም : የፈጠረ : (አምላክ) : ጥራት : ይገባው ።
- 37 ሌሊቱም : ለነሱ : ምልክት : ነው ፤ ከርሱ : ላይ : ቀንን : እንገፍፋለን : ወዲያውኑም : እነሱ : በጨለማ : ውስጥ : ይገባሉ ።
- 38 ፀሐይም : ለርሷ : ወደ : ኾነው : መርጊያ : ትሮጣላች ፤ ይህ : የአሸናፊው : የዐዋቂው : አምላክ : ውሳኔ : ነው ።
- 39 ጨረቃንም : የመስፈሪያዎች : (1) ባለቤት : ሲኾን : እንደ : ዘንባባ : አሮጌ : ቀንዘል : እስኪኾን : ድረስ : (መኼዱን) : ለካነው ።
- 40 ፀሐይ : ጨረቃን : ልትደርስበት : አይገባትም ፤ ሌሊትም : ቀንን : (ያለ : ጊዜው) : ቀዳሚ : አይኾንም ፤ ሁሉም : በመዞሪያቸው : ውስጥ : ይዋኛሉ ።

- 41 እኛም : (የቅድም) : ትውልዳቸውን : በተመላች : መርከብ : ውስጥ : የሚን : መኾናችን : ለነርሱ : ምልክት : ነው ።
- 42 ከመሰሉም : በርሱ : የሚሳፈሩበትን : ለነርሱ : ፈጠርንላቸው ።
- 43 ብንሻም : እናሰጥማቸዋለን ፤ ለነርሱም : ረዳት : የላቸውም ፤ እነርሱም : የሚድዳኑ : አይደሉም ።
- 44 ግን : ከኛ : ለኾነው : ችሮታና : እስከ : ጊዜ : ሞታቸው : ለማጣቀም : (አዳናቸው) ።
- 45 ለነርሱም : በስተፊታችሁና : በኋላችሁ : ያለውን : ነገር : ተጠንቀቁ : ይታዘንላችኋልና : በተባሉ : ጊዜ : (ፈታቸውን : ያዞራሉ) ።
- 46 ከጌታቸውም : ታምራት : ማንኛ ይቱም : ታምር : አትመጣላቸውም ፤ ከርሷ : የሚሸኹ : ቢኾኑ : እንጅ ።
- 47 ለነሱም : አላህ : ከሰጣችሁ : ሲሳይ : ለግሱ : በተባሉ : ጊዜ : እነዚያ : የካዱት : ለነዚያ : ላመኑት : — አላህ : ቢሻ : ኖሮ : የሚያበላውን : ሰው : እናበላለን ? እናንተ : በግልጽ : ስሕተት : ውስጥ : እንጂ : በሌላ : ላይ : አይደላችሁም : ይላሉ ።
- 48 እውነተኛችም : እንደ : ኾናችሁ : ይህ : ቀጠሮ : መቼ : ነው ? ይላሉ ፤
- 49 እነርሱ : የሚከራከሩ : ሲኾኑ : በድንገት : የምትይዛቸው : የኾነችን : አንዲትን : ጩኸት : እንጂ : ሌላን : አይጠባበቁም ።
- 50 (ያን : ጊዜ) : መናዘዝንም : አይችሉም ፤ ወደ : ቤተሰቦቻቸውም : አይመለሱም ።

1 በየሌሊቱ : የሚሰፍርባቸው ።

51 በቀንዱም : ይነፍፋል ፤ ወዲያው ኑም : እነርሱ : ከመቃብሮቻቸው : ወደ : ጌታቸው : በፍጥነት : ይገሠግሳሉ ።

52 ወይ : ጥፋታችን ! ከምኝታችን : ማን : ቀስቀስን ? ይህ : ያ : አዛኝ : ጌታ : (በርሱ) : የቀጠረን ፣ መልክተኞቹም : እውነትን : የነገሩን : ነው : ይላሉ ።

53 (እርሷ) : አንዲት : ጨካኝት : እንጂ : አይደለችም ፤ ወዲያው ኑም : እነርሱ : እኛ : ዘንድ : የሚሰበሰቡ : የሚቀርቡ : ናቸው ።

54 ዛሬም : ማንኛይቱም : ነፍስ : ምንም : አትበደልም ፤ ትሠሩትም : የነበራችሁትን : እንጂ : ሌላን : አትመነዱም : (ይባላሉ)።

55 የገነት : ሰዎች : ዛሬ : በእርግጥ : በሥራዎች : ውስጥ : ተደሳችኛ : ናቸው ።

56 እነርሱም : ሚስቶቻቸውም : በጥላዎች : ውስጥ : ናቸው ፤ ባለ : አጉበር : አልጋዎች : ላይ : ተደጋፊዎች : ናቸው ።

57 በውስጧ : ለነርሱ : ፍራፍሬዎች : አሏቸው ፤ ለነርሱም : የሚፈልጉት : ሁሉ : አላቸው ።

58 (ለነሱም) : አዛኝ : ከኾነው : ጌታ : በቃል : ሰላምታ : አላቸው ።

59 (ይላልም) : እላንተ : አመጣኞችም : ሆይ ! ዛሬ : (ከምእምናን) : ተለዩ ፤

60 የአደም : ልጆች : ሆይ ! ሰይጣንን : አትግገዙ ፤ እርሱ : ለናንተ : ግልጽ : ጠላት : ነውና : በማለት : ወደናንተ : አላዘዘኩምን ?

61 ተገዙኝም ፤ ይህ : ቀጥተኛ : መንገድ : ነው ፤ (በማለትም) ፤

62 ከናንተም : ብዙን : ፍጡር : በእርግጥ : አሳስቷል ፤ የምታውቁም : አልነበራችሁምን ?

63 ይህቺ : ያቺ : ትቅቀጠሩዋት : የነበረችው : ገሀነም : ናት ፤

64 ትክዱ : በነበራችሁት : ምክንያት : ዛሬ : ግቡዋት : (ይባላሉ) ።

65 ዛሬ : በአፍቻቸው : ላይ : እናት ምና : እጆቻቸው : ያነጋግሩናል ፤ እግሮቻቸውም : ይሠሩት : በነበሩት : ሁሉ : ይመስክራሉ ።

66 ብንሻም : ኖሮ : በዐይኖቻቸው : ላይ : በአበስን : ነበር ፤ መንገድንም : (እንደ : ልማዳቸው) : በተሸቀዳደሙ : ነበር ፤ እንዴትም : ያያሉ ?

67 ብንሻም : ኖሮ : በስፍራቸው : ላይ : እንዳሉ : ወደ : ሌላ : ፍጥረት : በለወጥናቸው : ነበር ፤ መኼድንም : መመለስንም : ባልቻሉም : ነበር ።

68 ዕድሜውንም : የምናረዝመውን : ሰው : በፍጥረቱ : (ወደ : ደካማነት) : እንመልሰዋለን ፤ አያውቁምን ?

69 (ሙሐመድን) : ቅኔንም : አላስተማርነውም ፤ ለርሱም : አይገባውም ፤ እርሱ : (መጽሐፉ) : መገሠጫና : ገላጭ : ቁርአን : እንጅ : (ቅኔ) : አይደለም ።

70 (ግሣዲነቱም : ልቡ) : ሕያው : የኾነን : ሰው : ሊያስፈራራበትና : ቃሉም : በከሐዲዎች : ላይ : ይፈጸም : ዘንድ : ነው ።

71 እኛ : እጆቻችን : (ኃይሎቻችን) : ከሠሩት : ለነርሱ : እንሰሳዎቻችን : መፍጠራችንን : አያውቁምን ? እነርሱም : ለርሷ : ባለ : መብቶች : ናቸው ።

72 ለነርሱም : ገራናት ፤ ስለዚህ : ከርሷ : ውስጥ : የሚጋልቡት : አልለ ፤ ከርሷም : ይበላሉ ።

73 ለነርሱም : በርሷ : ውስጥ : (ሌሎች) : ጥቅምች : መጠጣቸው : አሉዋቸው ፤ ታዲያ : አያመሰግኑምን ?

74 መረዳትንም : በመከጀል : ከአላህ : ሌላ : አማልክትን : ያዙ ፤

75 መርዳታቸውን : አይችሉም ፤ እነርሱም : ለርሳቸው : (ወደ : እሳት) : የተቀረቡ : ሰራዊት : ናቸው ።

76 ንግግራቸውም : አያሳዝንህ ፤ እኛ : የሚደብቁትንም : የሚገልጹትንም : እናውቃለንና ።

77 ሰውየው : እኛ : ከፍቶት : ጠብታ የፈጠርነው : መኾናችን : አላውቅምን ? ወዲያውም : እርሱ : (ትንሣኤን : በመካድ) : ግልጽ : ተከራካሪ : ይኾናልን ?

78 ለኛም : ምሳሌን : አደረገልን ፤ መፈጠሩንም : ረሳ ፤ አጥንቶችን : እነርሱ : የበሰበሱ : ሲኾኑ : ሕያው : የሚያደርጋቸው : ማነው ? አለ ።


79 ያ : በመጀመሪያ : ጊዜ : (ከእምንት) : ያሰገኛት : ሕያው : ያደርጋታል ፤ እርሱም : በፍጡሩ : ሁሉ : (ኹነታ) : ዐዋቂ : ነው : በለው ።

80 ያ : ለናንተ : ከእርጥብ : ዛፍ : እሳትን : ያደረገላችሁ : ነው ፤ ወዲያውኑም : እናንተ : ከርሱ : ታቀጣጥላላችሁ ።

81 ያ : ሰማያትንና : ምድርን : የፈጠረ : ብጤያቸውን : በመፍጠር : ላይ : ቻይ : አይደለምን ? ነው : እንጅ ፤ እርሱም : በብዙ : ፈጣሪው : ዐዋቂው : ነው ።

82 ነገሩም : አንዳችን : በሻ : ጊዜ : ኹን : ማለት : ነው ፤ ወዲያው : ይኾናልም ።

83 ያ : የነገሩ : ሁሉ : ሥልጣን : በእጁ : የኾነው : ጌታ : ጥራት : ይገባው ፤ ወደርሱም : ትመለሳላችሁ ።



በአላህ ፡ ስም ፡ እጅግ ፡ በጣም ፡
 ርገሩህ ፡ በጣም ፡ አዛኝ ፡ በሆነው ፤

1 መሰለፍን ፡ በሚሰለፉት ፤
 2 መገሠጽንም ፡ በሚገሥጹት ፤
 3 ቁርአንንም ፡ በሚያነቡት ፡ እምላላሁ ።

4 አምላካችሁ ፡ በእርግጥ ፡ አንድ ፡ ነው ።

5 የሰማያትና ፡ የምድር ፡ በመካከላቸው ፡ ያለውም ፡ ፍጡር ፡ ሁሉ ፡ ጌታ ፡ ነው ፤ የምሥራቆችም ፡ ጌታ ፡ ነው ።

6 እኛ ፡ ቅርቢቱን ፡ ሰማይ ፡ በከዋክብት ፡ ጌጥ ፡ አጌጥናት ።

7 አመጣኛም ፡ ከኾነ ፡ ሰይጣን ፡ ሁሉ ፡ መጠበቅን ፡ ጠበቅናት ።

8 ወደላይኛው ፡ ሰራዊት ፡ አያዳምጡም ፤ ከየወገኑም ፡ ሁሉ ፡ ችቦ ፡ ይጣልባቸዋል ።

9 የሚባረሩ ፡ ሲኾኑ ፡ (ይጣልባቸዋል) ፤ ለነሱም ፡ ዘውታሪ ፡ ቅጣት ፡ አላቸው ።

10 ንጥቂያን ፡ የነጠቀ ፡ ወዲያውም ፡ አብሪ ፡ ኮከብ ፡ የተከተለው ፡ ሲቀር ፤ (እርሱ ፡ ይሰማዋል) ።

11 ጠይቃቸውም ፤ እነርሱ ፡ በአፈጣጠር ፡ ይበልጥ ፡ የበረቱ ፡ ናቸውን ? ወይስ ፡ እኛ ፡ (ከነሱ ፡ በፊት) ፡ የፈጠርነው ? (ፍጡር) ፡ እኛ ፡ ከሚጣበቅ ፡ ጭቃ ፡ ፈጠርናቸው ።

12 ይልቁንም ፡ (በማስተባበላቸው) ፡ ተደነቅህ ፤ (ከመደነቅህ) ፡ ይሳለቃሉም ።

13 በተገሠጹም ፡ ጊዜ ፡ አይመለሱም ።

14 ታምርን ፡ ባዩም ፡ ጊዜ ፡ ለመሳለቅ ፡ ይጠራራሉ ።

15 ይላሉም ፡- ይህ ፡ ግልጽ ፡ ደግሞት ፡ እንጂ ፡ ሌላ ፡ አይደለም ።

16 በሞትንና ፡ ዐፈርና ፡ አጥንቶችም ፡ በኾን ፡ ጊዜ ፡ እኛ ፡ የምንቀሰቀስ ፡ ነን ?

17 የቀድሞዎቹ ፡ አባቶቻችንም ? (ይላሉ)።

18 አዎን ፡ እናንተ ፡ ወራዶች ፡ ኾናችሁ ፡ (ትነሳላችሁ) ፡ በላቸው ።

19 እርሷም ፡ አንዲት ፡ ጩኸት ፡ ብቻ ፡ ናት ፤ እነርሱም ፡ ወዲያውኑ ፡ (ምን ፡ እንደሚፈጸምባቸው) ፡ ያያሉ ።

20 ዋ ፡ ጥፋታችን ! ይህ ፡ የፍርድ ፡ ቀን ፡ ነው ፡ ይላሉም ።

21 ይህ ፡ ያ ፡ በርሱ ፡ ታስተባብሉ ፡ የነበራችሁት ፡ መለያው ፡ ቀን ፡ ነው ፡ (ይባላሉ) ።

22 (ለመላእክቶችም) ፡ እነዚያን ፡ ነፍሶቻቸውን ፡ የበደሉትን ፡ ሰዎች ፡ ኃይሎቻቸውንም ፡ ይግዝዟቸው ፡ የነበሩትንም ፡ (ጣዖታት) ፡ ሰብስቡ ፤

23 ከአላህ ፡ ሌላ ፡ (የሚገዙዋቸውን ፡ ሰብስቧቸው) ፡ ወደ ፡ እሳት ፡ መንገድም ፡ ምሩቀቸው ፤

24 አቁሟቸውም ፤ እነርሱ ፡ ተጠያቂዎች ፡ ናቸውና ፡ (ይባላል) ።

25 (እነርሱም) ፡ የማትረዳዱት ፡ ለናንተ ፡ ምን ፡ እላችሁ ? (ይባላሉ) ።

26 በእርግጥ ፡ እነርሱ ፡ ዛሬ ፡ እጃቸውን ፡ የሰጡ ፡ ወራዳዎች ፡ ናቸው ።

27 የሚወቃቀሱም ፡ ኾነው ፡ ከፊላቸው ፡ በከፊሉ ፡ ላይ ፡ ይመጣሉ ፤

28 (ለአስከታዮቹ) ፡ እናንተ ፡ ከስተቀኝ ፡ ትመጡብን ፡ ነበር ፡ (1) ይላሉ ።

29 (አስከታዮቹም) ፡ ይላሉ ፡- አይደለም ፡ ፈጽሞ ፡ ምእምናን ፡ አልነበራችሁም ፤

30 ለኛም ፡ በናንተ ፡ ላይ ፡ ምንም ፡ ስልጣን ፡ አልነበረንም ፤ በእርግጥ ፡ እናንተ ፡ ጠግሞች ፡ ሕዝቦች ፡ ነበራችሁ ።

31 በኛም ፡ ላይ ፡ የጌታችን ፡ ቃል ፡ ተረጋገጠብን ፤ እኛ ፡ (ሁላችንም ፡ ቅጣቱን) ፡ ቀማሾች ፡ ነን ።

32 ወደ ፡ ጥመት ፡ ጠራናችሁም ፤ እኛ ፡ ጠግሞች ፡ ነበርንና ፤ (ይላሉ) ።

33 ስለዚህ ፡ እነርሱ ፡ በዚያ ፡ ቀን ፡ በቅጣቱ ፡ ተጋሪዎች ፡ ናቸው ።

34 እኛ ፡ በአመጣኞች ፡ ሁሉ ፡ እንደዚሁ ፡ እንሠራለን ።

35 እነርሱ ፡ ከአላህ ፡ ሌላ ፡ አምላክ ፡

የለም ፡ በተባሉ ፡ ጊዜ ፡ ይኮሩ ፡ ነበሩ ።

36 እኛ ፡ ለዕብድ ፡ ባለቅኔ ፡ ብለን ፡ አማልክቶቻችንን ፡ የምንተው ፡ ነን ? ይሉም ፡ ነበር ።

37 አይደለም ፡ እውነቱን ፡ (ሃይማኖት) ፡ አመጣ ፤ መልክተኞቹንም ፡ እውነተኛነታቸውን ፡ አረጋገጠ ።

38 እናንተ ፡ አሳማሚውን ፡ ቅጣት ፡ በእርግጥ ፡ ቀማሾች ፡ ናችሁ ።

39 ትሠሩትም ፡ የነበራችሁትን ፡ እንጂ ፡ ሌላን ፡ አትመነዱም ።

40 ግን ፡ ምርጥ ፡ የኾኑት ፡ የአላህ ፡ ባሮች ፡ (ቅጣትን ፡ አይቀምሱም)፤

41 እነዚያ ፡ ለነርሱ ፡ የታወቀ ፡ ሲሳይ ፡ አልላቸው ።

42 ፍራፍሬዎች ፡ (አሏቸው) ፤ እነርሱም ፡ የተከበሩ ፡ ናቸው ፤

43 በድሎት ፡ ገነቶች ፡ ውስጥ ።

44 ፊት ፡ ለፊት ፡ የሚተያዩ ፡ ሲኾኑ ፡ በአልጋዎች ፡ ላይ ፡ (ይንፈላስሳሉ) ።

45 ከሚመነጭ ፡ ወይን ፡ ጠጅ ፡ በያዘ ፡ ብርጭቆ ፡ በነርሱ ፡ ላይ ፡ ይዝዘርባቸዋል ።

46 ነጭ ፡ ለጠጪዎች ፡ ጣፋጭ ፡ ከኾነች ፤

47 በርሷ ፡ ውስጥም ፡ ምታት ፡ የለባትም ፤ እነርሱም ፡ ከርሷ ፡ የሚሰክሩ ፡ አይደሉም ።

48 እነርሱም ፡ ዘንድ ፡ ዓይናቸውን ፡ (በባሎቻቸው ፡ ላይ) ፡ አሳጣሪዎች ፡ የኾኑ ፡ (1) ዓይናማዎች ፡ አልሉ ።

49 እነርሱ ፡ ልክ ፡ የተሸፈነ ፡ (የሰጉን) ፡ ዕንቁላል ፡ ይመስላሉ ።

1 በደገና ፡ ነገር ፡ መካሪ ፡ በመምሰል ፡ ታላላቅን ፡ ነበር ።

1 ከባሎቻቸው ፡ ሌላ ፡ የማይመለከቱ ።

50 የሚጠያየቁም ፡ ገንዘብ ፡ ከፊላ
ቸው ፡ ወደ ፡ ከፊሉ ፡ ይመጣሉ ።

51 ክነሱ ፡ የኾነ ፡ ተናጋሪ ፡ ይላል ፡-
እኔ ፡ ጓደኛ ፡ ነበረኝ ፤

52 በእርግጥ ፡ አንተ ፡ ከሚያምኑት ፡
ነህን ? የሚል ፤

53 በሞትንና ፡ ዐፈር ፡ አጥንቶችም ፡
በኾን ፡ ጊዜ ፡ እኛ ፡ በእርግጥ ፡
እንመረመራለን ? (የሚል) ፤

54 እናንተ ፡ ተመልካቾች ፡ ናችሁን ?
ይላል ።

55 ይመለከታልም ፤ በገሀነም ፡ መካ
ከልም ፡ (ጓደኛውን) ፡ ያየዋል ።

56 ይላል ፡- በአላህ ፡ እምላለሁ ፤
በእርግጥ ፡ ልታጠፋኝ ፡ ቀርቦህ ፡
ነበር ።

57 የጌታየም ፡ ጸጋ ፡ ባልነበረ ፡ ኖሮ ፡
ወደ ፡ እሳት ፡ ከሚቀርቡት ፡
እኾን ፡ ነበር ።

58 (የገነት ፡ ሰዎች ፡ ይላሉ) ፡-እኛ ፡
የምንሞት ፡ አይደለንምን ?

59 የመጀመሪያይቱ ፡ መሞታችን ፡
ብቻ ፡ ስትቀር ፤ እኛም ፡ የምን
ቅቀጣ ፡ አይደለንምን? (ይላሉ) ።

60 ይህ ፡ (ለገነት ፡ ሰዎች ፡ የተወ
ሳው) ፡ እርሱ ፡ በእርግጥ ፡ ታላቅ ፡
ዕድል ፡ ነው ።

61 ለዚህ ፡ ብጤ ፡ ሠሪዎች ፡ ይሥሩ።

62 በመስተንግዶነት ፡ ይህ ፡ ይበል
ጣልን ? ወይስ ፡ የዘቁም ፡ ዛፍ ?

63 እኛ ፡ ለበጻዮች ፡ ፈተና ፡ አድር
ገናታል ።

64 እርሷ ፡ በገሀነም ፡ አዘቅት ፡
ውስጥ ፡ የምትወጣ ፡ ዛፍ ፡ ናት ።

65 እንቡጣ ፡ ልክ ፡ የሰይጣናት ፡
ራሶች ፡ ይመስላል ።

66 እነርሱም ፡ ከርሷ ፡ በይዎች ፡
ናቸው ፤ ሆዶችንም ፡ ከርሷ ፡
ሞይዎች ፡ ናቸው ።

67 ከዚያም ፡ ለነርሱ ፡ በርሷ ፡ ላይ ፡
ከተኳሳ ፡ ውሃ ፡ ቅልቅል ፡ (መ
ጠጥ) ፡ አላቸው ።

68 ከዚያም ፡ መመለሻቸው ፡ ወደ ፡
ተጋጋመች ፡ እሳት ፡ ነው ።

69 እነሱ ፡ አባቶቻቸውን ፡ የተሳሳቱ፤
ገንዘብ ፡ አግኝተዋልና ።

70 እነሱም ፡ በፈለጉቻቸው ፡ ላይ ፡
ይገሠግሳሉና ።

71 ከነርሱ ፡ በፊትም ፡ የቀድሞዎቹ ፡
(ሕዝቦች) ፡ አብዛኞቻቸው ፡ በእ
ርግጥ ፡ ተሳስተዋል ፤

72 በውስጣቸውም ፡ አስፈራሪዎችን፤
በእርግጥ ፡ ልከናል ።

73 የተስፈራሪዎቹም ፡ መጨረሻ ፡
እንዴት ፡ እንደነበረ ፡ ተመልከት።

74 ምርጥ ፡ የኾኑት ፡ የአላህ ፡ ባሮች፤
ብቻ ፡ ሲቀሩ ።

75 ኑሕም ፡ በእርግጥ ፡ ጠራን ፤ ጥሪ
ውን ፡ ተቀባዮቹም ፡ ምንኛ ፡
አማርን !

76 እርሱንም ፡ ቤተ ፡ ሰቦቹንም ፡
ከከባድ ፡ ጭንቅ ፡ አዳንን ።

77 ዘሮቹንም ፡ እነርሱን ፡ ብቻ ፡
ቀሪዎች ፡ አደረግን ፤

78 በርሱም ፡ ላይ ፡ በኋለኞቹ ፡ ሕዝ
ቦች ፡ ውስጥ ፡ (መልካም ፡ ዝናን)
ተውን ።

79 በዓለማት ፡ ውስጥ ፡ ሰላም ፡ በኑ
ሕ ፡ ላይ ፡ ይኾን ።

80 እኛ ፡ እንደዚሁ ፡ መልካም ፡
ሠሪዎችን ፡ እንመነጻለን ።

81 እርሱ ፡ ከምእምናን ፡ ባሮቻችን ፡
ነውና ።

82 ከዚያም ፡ ሌሎቹን ፡ አሰጠምን ።

83 ኢብራሂምም ፡ በርግጥ ፡ ከተከ
ታዮቹ ፡ ነው ።

84 ወደ ፡ ጌታው ፡ በቅን ፡ ልብ ፡
በመጣ ፡ ጊዜ ፡ (የኾነውን ፡ አስ
ታውሰ) ።

85 ለአባቱና ፡ ለሕዝቦቹ ፡ ምንን ፡
ትግግዛላችሁ ፡ ባለ ፡ ጊዜ ፤

86 ለቅጥፈት ፡ ብላችሁ ፡ ከአላህ ፡
ሌላ ፡ አማልክትን ፡ ትሻላችሁን ?

87 በዓለማትም ፡ ጌታ ፡ ሐሳባችሁ ፡
ምንድን ፡ ነው ? (አለ) ።

88 በከዋክብትም ፡ መመልከትን ፡
ተመለከተ ።

89 እኔ ፡ በሺተኛ ፡ ነኝም ፡ አለ ።

90 ከርሱም ፡ የሸኹ ፡ ገንዘብ ፡ ጌዱ።

91 ወደ ፡ አማልክቶቻቸውም ፡ ተዘ
ነበለ ፤ አለም ፡- አትበሉምን ?

92 የማትናገሩት ፡ ለናንተ ፡ ምን ፡
አላችሁ ?

93 በገይል ፡ የሚመታቸውም ፡ ኾና ፡
በነርሱ ፡ ላይ ፡ በድብቅ ፡ ተዘ
ነበለ ።

94 ወደርሱም ፡ (ሰዎቹ) ፡ እየሮጡ ፡
መጡ ።

95 አላቸው ፡- የምትጠርቡትን ፡
ትግግዛላችሁን ?

96 አላህ ፡ እናንተንም ፡ የምትሠ
ሩትንም ፡ የፈጠረ ፡ ሲኾን ።

97 ለርሱም ፡ ግንብን ፡ ገንቡ ፤ በእ
ሳት ፡ ነበልባል ፡ ውስጥ ፡ ጣ
ሉትም ፡ አሉ ።

98 በርሱም ፡ ተንኮልን ፡ አሰቡ ፤
ዝቅተኞቻችን ፡ አደረግናቸው ።

99 አለም ፡-እኔ ፡ ወደ ፡ ጌታዬ ፡
ኼያጅ ፡ ነኝ ፤ በእርግጥ ፡ ይመራ
ኛልና ።

100 ጌታዬ ፡ ሆይ ! ከመልካሞቹ ፡ የኾ
ነን ፡ (ልጅ) ፡ ስጠኝ ።

101 ታጋሽ ፡ በኾነ ፡ ወጣት ፡ ልጅም ፡
አበሰርነው ።

102 ከርሱ ፡ ጋርም ፡ ለሥራ ፡ በደረሰ ፡
ጊዜ ፡ ልጄ ፡ ሆይ ! እኔ ፡ በሕል
ሚእኔ ፡ የማርድህ ፡ ኾኜ ፡ አያ
ለሁ ፤ ተመልከትም ፤ ምን ፡ ታያ
ለህ ? አለው ፤ አባቴ ፡ ሆይ ! የታ
ዘዘከውን ፡ ሥራ ፤ አላህ ፡ ቢሻ ፡
ከታጋሾቹ ፡ ኾኜ ፡ ታገኘላህ ፡
አለ ።

103 ሁለቱም ፡ ትእዛዙን ፡ በተቀበ
ሉና ፡ በግንባሩም ፡ ጎን ፡ ላይ ፡
በጣለው ፡ ጊዜ ፡ (የኾነው ፡
ኾነ) ።

104 ጠራነውም ፤ (አልነው) ፡-ኢብ
ራሂም ፡ ሆይ !

105 ራእይቱን ፡ በውነት ፡ አረጋገ
ጥክ ፤ እኛ ፡ እንደዚሁ ፡ መልካም ፡
ሠሪዎችን ፡ እንመነጻለን ።

106 ይህ ፡ እርሱ ፡ በውነት ፡ ግልጽ ፡
ፈተና ፡ ነው ።

107 በታላቅ ፡ ዕርድም ፡ (መሥዋዕት) ፡
ተቤዠነው ።

108 በርሱም ፡ ላይ ፡ በኋለኞቹ ፡ ሕዝ
ቦች ፡ ውስጥ ፡ መልካም ፡ ዝናን ፡
አስቀረንለት ።

109 ሰላም ፡ በኢብራሂም ፡ ላይ ፡ ይኾን።

110 እንደዚሁ ፡ መልካም ፡ ሠሪዎችን ፡
ሁሉ ፡ እንመነጻለን ።

111 እርሱ ፡ በእርግጥ ፡ ካመኑት ፡
ባሮቻችን ፡ ነው ።

112 በኢስሐቅም ፡ አበሰርነው ፤ ከመ
ልካሞቹ ፡ የኾነ ፡ ነበይ ፡ ሲኾን ።

113 በርሱና ፡ በኢስሐቅ ፡ ላይም ፡
ባረክን ፤ ከሁለቱም ፡ ዘሮች ፡

በጎ : ሠሪ : አልለ ፤ ለነፍሱ : ግልጽ : በዳይም : አልለ ።
 114 በሙሳና : በሃሩን : ላይም : በእርግጥ : ለገበን ።
 115 እነርሱንም : ሕዝቦቻቸውንም : ከታላቅ : ጭንቅ : አዳንን ።
 116 ረዳናቸውም ፤ እነርሱም : አሸናፊዎች : ነበሩ ።
 117 በጣም : የተብራራውንም : መጽሐፍ : ሰጠናቸው ።
 118 ቀጥተኛውንም : መንገድ : መራናቸው ።
 119 በሁለቱም : ላይ : በኋለኞቹ : ሕዝቦች : ውስጥ : መልካም : ዝናን : ተውገላቸው ።
 120 ሰላም : በሙሳና : በሃሩን : ላይ : ይኹን ።
 121 እኛ : እንደዚሁ : በጎ : አድራጊዎችን : ሁሉ : እንመነዳለን ።
 122 ሁለቱም : በእርግጥ : ከአመኑት : ባሮቻችን : ናቸው ።
 123 ኢልያስም : በእርግጥ : ከመልክተኞቹ : ነው ።
 124 ለሕዝቦቹ : ባለ : ጊዜ : (አስታውስ) ፤ አላህን : አትፈሩምን ?
 125 በዕልን : (1) ትግግዛላችሁን ? ከሰዓሊዎቹ : ሁሉ : ይበልጥ : በጣም : አሳማሪ : የኾነውንም : አምላክ : ትተዋላችሁን ?
 126 አላህን : ጌታችሁንና : የቀድሞዎቹ : አባቶቻችሁን : ጌታ : (ትተዋላችሁን) ?
 127 አስተባባሉትም ፤ ስለዚህ : እነርሱ : (ለቅጣት) : የሚጣዱ : ናቸው ።

128 ንጹሕ : የተደረገት : የአላህ : ባሮች : ብቻ : ሲቀሩ ፤
 129 በርሱ : ላይም : በኋለኞቹ : ሕዝቦች : ውስጥ : መልካም : ዝናን : ተውገለት ።
 130 ሰላም : በኢልያሲን : ላይ : ይኹን
 131 እኛ : እንደዚሁ : መልካም : ሠሪዎችን : እንመነዳለን ።
 132 እርሱ : በእርግጥ : ከምእምናን : ባሮቻችን : ነው ።
 133 ሉጥም : በእርግጥ : ከመልክተኞቹ : ነው ።
 134 እርሱንና : ቤተሰቦቹን : ሁሉንም : በአዳንናቸው : ጊዜ : (አስታውስ) ፤
 135 (በቅጣቱ : ውስጥ) : ከቀሪዎቹ : የኾነችው : አሮጊት : ብቻ : ስትቀር ።
 136 ከዚያም : ሌሎቹን : አጠፋን ።
 137 እናንተም : ያነጋችሁ : ስትኾኑ : በነርሱ : (መኖሪያዎች) : ላይ : (በቀን) : ታልፋላችሁ ።
 138 በሌሊትም : (ታልፋላችሁ) ፤ ልብም : አታደርጉምን ?
 139 ዩኑስም : በእርግጥ : ከመልክተኞቹ : ነው ።
 140 ወደ : ተመላው : መርከብ : በከበለለ : ጊዜ : (አስታውስ) ።
 141 ዕጣም : ተጣጣለ ፤ ከተሸነፉትም : ኾነ ።
 142 እርሱም : ተወቃሽ : ሲኾን : ዐሣው : ዋጠው ፤
 143 እርሱ : ለጌታው : ከአወዳኾቹ : ባልኾነም : ናሮ ፤
 144 እስከሚቀሰቀሱበት : ቀን : ድረስ በሆዱ : ውስጥ : በቆዩ : ነበር ።

1 የጣዎት : ስም : ነው ።


145 እርሱ : በሺትኛ : ኾኖ : በቃይ : በሌለው : (በባሕር) : ዳርቻ : ላይ : ጣልነውም ።
 146 በርሱም : ላይ : (በአጠገቡ) : ከቅል : የኾነችን : ዛፍ : አበቀልን ።
 147 ወደ : መቶ : ሺሕ : ሰዎችም : (ዳግመኛ) : ላክነው ፤ ከቶውንም : ይጨምራሉ ።
 148 አመኑም ፤ እስከ : ጊዜ : ድረስም : አጣቀምናቸው ።
 149 (የመካን : ሰዎች) : ጠይቃቸውም ፤ ለጌታህ : ሴቶች : ልጆች : ለነርሱም : ወንዶች : ልጆች : ይኖራልን ?
 150 ወይስ : እኛ : እነሱ : የተጣዱ : ኾነው : መላእክትን : ሴቶች : አድርገን : ፈጠርን ?
 151 ንቁ : እነሱ : ከቅጥፈታቸው : (የተነሳ) : ይላሉ ፡—
 152 አላህ : (መላእክትን) : ወለደ ፤ እነርሱም : በእርግጥ : ውሸታዎች : ናቸው ።
 153 በወንዶች : ልጆች : ላይ : ይልቅ : ሴቶችን : ልጆች : መረጥን ?
 154 ለናንተ : ምን : (አስረጅ) : አላችሁ ? እንዴት : ትፈርዳላችሁ !
 155 አትገነዘቡምን ?
 156 ወይስ : ለናንተ : ግልጽ : አስረጅ : አላችሁን ?
 157 እውነተኞች : እንደ : ኾናችሁ : መጽሐፋችሁን : አምጡ : (በላቸው) ።
 158 በአላህና : በአጋንንት : መካከልም : ዝምድናን : አደረጉ ፤ አጋንንትም : እነሱ : (ይህን : ባዮች : በእሳት) : የሚጣዱ :

መኾናቸውን : በእርግጥ : ዐውቀዋል ።
 159 አላህ : ከሚመጥኑት : ሁሉ : ጠራ ።
 160 ግን : የተመረጡት : የአላህ : ባሮች : (በአላህ : ላይ : አይዋኹም) ።
 161 እናንተም : የምትገነዘቡቸውም : ሁሉ ፤
 162 በርሱ : (በአላህ) : ላይ : አንድንም : አጥማሚዎች : አይደላችሁም ፤
 163 ያንን : እርሱ : ገሀነምን : ገቢ : የኾነውን : ሰው : ቢኾን : እንጅ።
 164 (ጂብሪል : አለ) : ከኛም : አንድም : የለም ፤ ለርሱ : የታወቀ : ደረጃ : ያለው : ቢኾን : እንጅ ።
 165 እኛም : (ጌታን : ለመግዛት) : ተሰላፊዎቹ : እኛ : ነን ።
 166 እኛም : (አላህን) : አጥሪዎቹ : እኛ : ነን ።
 167 እነርሱም : (ከሐዲዎቹ) : በእርግጥ : ይሉ : ነበሩ ፡—
 168 ከቀድሞዎቹ : (መጻሕፍት) : ገሣጭ : መጽሐፍ : እኛ : ዘንድ : በነበረን : ኖሮ ፤
 169 የአላህ : ምርጫ : ባሮች : በኾን : ነበር ።
 170 ግን : (ቁርአን : በመጣላቸው : ጊዜ) : በርሱ : ካዱ : ወደፊትም : በእርግጥ : ያውቃሉ ፤
 171 (የርዳታ) : ቃላችንም : መልክተኞች : ለኾኑት : ባሮቻችን : በውነት : አልፋለች ።
 172 እነርሱ : ተረጂዎቹ : እነርሱ : ናቸው ።

- 173 ሰራዊቶቻችንም : በእርግጥ : አሸናፊዎቹ : እነርሱ : ናቸው ።
- 174 ከነሱም : (ከመካ : ከሐዲዎች) : እስከ : ጥቂት : ጊዜ : ድረስ : ዙር : (ተዋቸው) ።
- 175 እያቸውም ፤ ወደፊትም : (የሚደርስባቸውን) : ያያሉ ።
- 176 በቅጣታችንም : ያቻኩላሉን?
- 177 በቀያቸውም : በወረደ : ጊዜ : የተስፈራሪዎቹ : ንጋት : ከፋ !

- 178 እነርሱንም : እስከ : (ጥቂት) : ጊዜ : ድረስ : ተዋቸው ።
- 179 ተመልከትም ፤ በእርግጥም : ያያሉ ።
- 180 የማሸነፍ : ጌታ : የኾነው : ጌታህ ከሚሉት : ሁሉ : ጠራ ።
- 181 በመልክተኞቹም : ላይ : ሰላም : ይኹን :
- 182 ምስጋናም : ለዓለማት : ጌታ : ለአላህ : ይኹን ።

ምዕራፍ : 38 : ሷድ ። ክፍል : 23 ።



- በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም : ርገሩህ ፤ በጣም : አዛኝ : በሆነው ።
- 1 ጸ. (ሷድ) : (1) የክብር : ባለቤት : በኾነው : ቁርአን : እምላሊሁ : (ብዙ : አማልክት : አልሉ : እንደሚሉት : አይደለም) ።
- 2 ይልቁንም : እነዚያ : የካዱት : ሰዎች : በትዕቢትና : በክርክር : ውስጥ : ናቸው ።
- 3 ከነሱ : በፊት : ስክፍለ : ዘመናት : ሕዝቦች : ብዙን : አጥፍተናል ፤ (ጊዜው) : የመሸሻና : የማምለጫ : ጊዜ : ሳይኾንም : (ለርዳታ) : ተጣሩ ።
- 4 ከነሱ : የኾነ : አስፈራሪም :

- ስለ : መጣላቸው : ተደነቁ ፤ ከሐዲዎቹም : ይህ : ድግምተኛ : (ጠንቋይ) : ውሸታም : ነው : አሉ ።
- 5 አማልክቶቹን : አንድ : አምላክ : አደረጋቸውን ? ይህ : አስደናቂ : ነገር : ነው : (አሉ) ።
- 6 ከነርሱም : መኳንንቶቹ : -ኺዱ ፤ በአማልክቶቻችሁም : (መግዛት) : ላይ : ታገሡ ፤ ይህ : (ከኛ) : የሚፈለግ : ነገር : ነውና : እያሉ : አዘገሙ ።
- 7 ይህንንም : በኋለኛይቱ : ሃይማኖት : አልሰማንም : ይህ : ውሸትን : መፍጠር : እንጅ : ሌላ : አይደለም : (እያሉም) ፤
- 8 ከመካከላችን : በርሱ : ላይ : ቁርአን : ተወረደን ? (አሉ) ፤

1 መሐመድ : እውነትን : ተናገረ ።

- በውነት : እነርሱ : ከግሣጾቹ : (ከቁርአን) : በመጠራጠር : ውስጥ : ናቸው ፤ በእርግጥም : ቅጣቴን : ገና : አልቀመሱም ፤
- 9 ይልቁንም : የአሸናፊውና : የላጋሱ : ጌታህ : የቸርታው : መካዚኖች : እነርሱ : ዘንድ : ናቸውን ?
- 10 ወይስ : የሰማያትና : የምድር : የመካከላቸውም : ንግሥና : የነሱ ነውን ? (ነው : ቢሉ) : በመሰላሎችም : ይውጡ ።
- 11 እዚያ : ዘንድ : ከአሕዛብ : የኾኑ : ተሸናፊ : ሰራዊት : ናቸው ።
- 12 ከነርሱ : በፊት : የነሕ : ሕዝቦች ፤ ዓድም : የችካሎች : ባለቤት : የኾነው : ፈርዖንም : አስተባበሉ ።
- 13 ሠሙድም : የሉጥ : ሰዎችም : የአይከት : ሰዎችም : (አስተባበሉ) : እነዚህ : አሕዛቦቹ : ናቸው ።
- 14 ሁሉም : መልክተኞቹን : ያስዋሹ : እንጅ : ሌላ : አይደሉም ፤ ቅጣቴም : ተረጋገጠባቸው ።
- 15 እነዚህም : ለርሷ : መመለስ : የሌላትን : አንዲትን : ጨኸት : እንጅ : ሌላን : አይጠባበቁም ።
- 16 ጌታችን : ሆይ ! ከምርመራው : ቀን : በፊት : መጽሐፋችንን : አስቸኩልልን : አሉም ።
- 17 በሚሉት : ነገር : ላይ : ታገሡ ፤ የጎይል : ባለቤት : የኾነውን : ባሪያችንንም : ዳውድን : አውሳላቸው ፤ እርሱ : በጣም : መላሳነውና ።
- 18 እኛ : ተራራዎችን : ከቀትር : በኋላና : በረፋድም : ከርሱ : ጋር : የሚያወድሱ : ሲኾኑ : ገራንለት ።

- 19 በራሪዎችንም : (አእዋፍን) : የሚሰበስቡ : ኾነው : (ገራንለት) ፤ ሁሉም : ለርሱ : (ማወደስ) : የሚመላለስ : ነው ።
- 20 መንግሥቱንም : አበረታንለት ፤ ጥበብንም : ንግግርን : መለየትንም : ሰጠነው ፤
- 21 የተከራካሪዎቹም : ወሬ : መጥቶሃልን ? ምክራቡን : በተንጠጠላጠሉ : ጊዜ ፤
- 22 በዳውድ : ላይም : በገቡ : ጊዜ : ከነርሱም : በደንገጠ : ጊዜ : አትፍራ ፤ (እኛ) : ከፊላችን : በከፊሉ : ላይ : ወሰን : ያለፈ : ሁለት ተከራካሪዎች : ነን ፤ በመካከላችንም : በውነት : ፍረድ ፤ አታዳላም ፤ ወደ : መካከለኛውም : መንገድ : ምራን ፤ አሉት ።
- 23 ይህ : ወንድሜ : ነው ፤ ለርሱ : ዘጠና : ዘጠኝ : ሴቶች : በጉች : አሉት ፤ ለኔም : አንዲት : ሴት : በግ : አለችኝ ፤ እርሷንም : ዕድሌ አድርጋት : አለኝ ፤ በንግግርም : አሸነፈኝ : አለው ።
- 24 ሴት : በግህን : ወደ : በጉቹ : (ለመቀላቀል) : በመጠየቁ : በእርግጥ : በደላህ ፤ ከተጋሪዎችም : (1) ብዙዎቹ : ከፊላቸው : በከፊሉ : ላይ : ወሰን : ያልፋሉ ፤ እነዚያ : ያመኑትና : መልካሞችን : የሠሩት : ብቻ : ሲቀሩ ፤ እነሱም : በጣም : ጥቂቶች : ናቸው : አለ ፤ ዳውድም : የፈተንነው : መኾኑን : ዐወቀ ፤ ጌታውንም : ምሕረትን : ለመነ ፤ ሰጋጅ : ኾኖ : ወደቀም ፤ በመጸጸት : ተመለስም ።

1 ከሸሪኮች ።

25 ለርሱም : እኛ : ዘንድ : መቅረብ፣
(ክብር) : መልካም : መመለሻም :
አልለው #

26 ዳውድ : ሆይ ! እኛ : በምድር :
ላይ : ምትክ : አድርገንሃልና :
በሰዎች : መካከል : በውነት :
ፍረድ ፤ ዝንባሌህንም : አትከ
ተል ፤ ከአላህ : መንገድ : ያሳስ
ትሃልና ፤ እነዚያ : ከአላህ : መን
ገድ : የሚሳሳቱ : የምርመራውን :
ቀን : በመርሳታቸው : ለነርሱ :
ብርቱ : ቅጣት : አላቸው #

27 ሰማይንና : ምድርን : በመካከ
ላቸውም : ያለውን : ሁሉ : ለከ
ንቱ : አልፈጠርንም ፤ ይህ : የነ
ዚያ : የካዱት : ሰዎች : ጥርጣሬ :
ነው ፤ ለነዚያም : ለካዱት :
ሰዎች : ከእሳት : ወዮላቸው !

28 በውነቱ : እነዚያን : ያመኑት
ንና : መልካሞችን : የሠሩትን :
በምድር : ውስጥ : እንደሚያጠ
ፉት : እናደርጋለን ? ወይስ :
አላህን : ፈሪዎቹን : እንደ :
ከሐዲዎቹ : እናደርጋለን ?

29 (ይህ) : ወዳንተ : ያወረድነው :
ብሩክ : መጽሐፍ : ነው ፤ አንቀ
ጾቹን : እንዲያስተነትኑና : የአ
እምሮዎች : ባለ : ቤቶችም :
እንዲገሠጹ : (አወረድነው) #

30 ለዳውድም : ሱለይማንን : ሰጠ
ነው ፤ ምን : ያምር : ባሪያ ! (ሱለ
ይማን) ፤ እርሱ : መላሳ : ነው #

31 በርሱ : ላይ : ከቀትር : በኋላ :
በሦስት : እግሮችና : በአራተ
ኛዎ : ኮቲ : ጫፍ : የሚቆሙ :
ጮሌዎች : ፈረሶች : በተቀረቡ
ለት : ጊዜ : (አስታውስ) ፤

32 አለም : -እኔ : (ፀሐይ) : በግርዶ :
እስከ : ተደበቀች : ድረስ : (1)
ከጌታዬ : ማስታወስ : ፋንታ :
ፈረስን : መውደድን : መረጥኩ ፤

33 በኔ : ላይ : መልሷት : (2) (አለ) ፤
አጋዶችዎንና : አንገቶችዎንም :
ማበስ : ያዘ #

34 ሱለይማንንም : በእርግጥ : ፈተ
ንነው ፤ በመንበሩም : ላይ : አካ
ልን : ጣልን ፤ ከዚያም : በመ
ጸጸት : ተመለስ #

35 ጌታዬ : ሆይ ! ለኔ : ማር ፤ ከኔ :
በኋላ : ለአንድም : የማይገባንም :
ንግሥና : ስጠኝ ፤ አንተ : ለጋሱ :
አንተ : ብቻ : ነህና : አለ #

36 ነፋስንም : በትእዛዙ : ወደፊለ
ገበት : ስፍራ : ልዝብ : ኾና : የም
ትፈስ : ስትኾን : ገራንለት #

37 ሰይጣናትንም : ገንቢዎችንና :
ሰጣሚዎችን : ሁሉ : (ገራንለት) ፤

38 ሌሎችንም : በፍንጆች : ተቆ
ራኞችን : (ገራንለት) #

39 ይህ : ስጦታችን : ነው ፤ ያለ :
ግምት : ለግስ ፤ ወይም : ጨብጥ :
(አልነው) #

40 ለርሱም : እኛ : ዘንድ : መቅ
ረብ ፤ መልካም : መመለሻም :
በእርግጥ : አለው #

41 ባሪያችንን : አዩብንም : አውሳ
ላቸው ፤ እኔ : ሰይጣን : በጉዳ
ትና : በስቃይ : ነካኝ ፤ ሲል :
ጌታውን : በተጣራ : ጊዜ ፤

42 በእግርህ : (ምድርን) : ምታ ፤
ይህ : ቀዝቃዛ : መታጠቢያ ፤
መጠጥም : ነው ፤ (ተባለ) ፤

1 እስከ : ጠለቀች : ድረስ #
2 ፈረሶቹን : መልሱ #

43 ለርሱም : ከኛ : ዘንድ : ለችሮታ :
ባለ : አእምሮዎችንም : ለመገ
ሠጽ : ቤተሰቦቹን : ከነሱም :
ጋር : መሰላቸውን : ሰጠነው ፤

44 በእጅህም : ጭብጥ : አርጬሜን :
ያዝ : በርሱም : (ሚስትህን) :
ምታ ፤ ማላህንም : አታፍርስ ፤
(አልነው) ፤ እኛ : ታጋሽ : ኾኖ :
አገኘነው ፤ ምን : ያምር : ባሪያ !
እርሱ : በጣም : መላሳ : ነው #

45 ባሪያችንንም : ኢብራሂምን :
ኢስሐቅንና : ያዕቆብንም ፤ የነ
ይልና : የማስተዋል : ባለ : ቤቶች
የኾኑትን : አውሳላቸው #

46 እኛ : ጥሩ : በኾነች : ጠባይ :
መረጥናቸው ፤ (እርሷም) : የመ
ጨረሻይቱን : አገር : ማስታ
ወስ : ናት #

47 እነርሱም : እኛ : ዘንድ : ከመል
ካሞቹ : ምርጦች : ናቸው #

48 ኢስማኢልንም : አልየሰዕንም :
ዙልኪፍልንም : አውሳ ፤ ሁሉም :
ከበላጮቹ : ናቸው #

49 ይህ : መልካም : ዝና : ነው ፤
ለአላህ : ፈሪዎችም : በእርግጥ :
ውብ : የኾነ : መመለሻ : አላ
ቸው #

50 በርሮቻቸው : ለነርሱ : የተከ
ፈቱ : ሲኾኑ : የመኖሪያ : ገነ
ቶች : አሏቸው #

51 በርሷ : ውስጥ : የተደገፉ : ኾነው፣
በውስጣ : በብዙ : እሸቶችና :
በመጠጥም : ያዝዛሉ #

52 እነርሱ : ዘንድም : ዓይኖቻቸውን
(በባሎቻቸው : ላይ) : አሳጣሪ
ዎች : እኩያዎች : (ሴቶች) : አ
ልሉ #

53 ይህ : ለምርመራው : ቀን : የም
ትቀጠሩት : ተስፋ : ነው #

54 ይህ : ሲሳያችን : ነው : ለርሱ :
ምንም : ማለቅ : የለውም #

55 ይህ : (ለአማኞች : ነው) ፤ ለጠ
ማሞችም : በጣም : የከፋ : መመ
ለሻ : አላቸው #

56 የሚገቧት : ስትኾን : ገሀነም :
(አለቻቸው) ፤ ምንጣፊቱም :
ምንኛ : ከፋች #

57 ይህ : (ለከሐዲዎች : ነው) ፤ ይቅ
መሱትም ፤ የፈላ : ውሃና : እኹ :
ነው #

58 ሌላም : ከመሰሉ : ዓይነቶች :
አልሉ #

59 ይህ : ከናንተ : ጋር : በመጋፈጥ :
ገቢ : ጭፍራ : ነው ፤ (ይባላሉ) :
ለነርሱ : አይሰፋቸው ፤ እነርሱ :
እሳትን : ገቢዎች : ናቸውና :
(ይላሉ) #

60 (ተከታዮቹ) : ይላሉ : -ይልቁን :
እናንተ : አይሰፋችሁ ፤ እናንተ :
(ክሕድቱን) : ለኛ : አቀረባች
ሁት ፤ መርጊያይቱም : (ገሀነም) :
ከፋች #

61 ጌታችን : ሆይ ! ይህንን : ያቀረ
በልንን : ሰው : በእሳት : ውስጥ :
እጥፍን : ቅጣት : ጨምርለት :
ይላሉ #

62 ይላሉም — ለኛ : ምን : አለን ?
ከመጥፎዎች : እንቆጥራቸው :
የነበሩትን : ሰዎች : (እዚህ) : አና
ይምሳ #

63 መቀለጃ : አድርገን : ያዝናቸ
ውን ? ወይስ : ዓይኖቻችን : ከነሱ
ዋለሉ ?

64 ይህ : በእርግጥ : እውነት : ነው ፤
 (እርሱም) : የእሳት : ሰዎች :
 (የርስ : በርስ) : መካሰስ : ነው ።

65 :—እኔ : አስፈራሪ : ብቻ : ነኝ :
 ንያል : አንድ : ከኾነው : አላህ :
 በቀር : ምንም : አምላክ : የለም :
 በላቸው ።

66 የሰማያትና : የምድር : በመካ
 ከላቸውም : ያለው : ሁሉ : ጌታ :
 አሸናፊው : መሐሪው : ነው ።

67 በላቸው :— እርሱ : (ቁርአን) :
 ታላቅ : ዜና : ነው ።

68 እናንተ : ከርሱ : ዘንጊዎች :
 ናችሁ ።

69 (በአደም : ነገር) : በሚከራከር :
 ጊዜ : በላይኛው : ሰራዊት :
 ለኔ : ምንም : ዕውቀት : አልነ
 በረኝም ።

70 ወደኔም : አስፈራሪ : ገላጭ :
 መኾኔ : እንጂ : ሌላ : አይወረ
 ድልኝም : (በል) ።

71 ጌታህ : ለመላእክት : እኔ : ሰውን :
 ከጭቃ : ፈጣሪ : ነኝ : ባለ : ጊዜ :
 (አስታውስ) ።

72 ፍጥረቱንም : ባስተካከልኩና :
 ከመንፈሴ : በነፋሁበት : ጊዜ :
 ለርሱ : ሰጋጆች : ኾናችሁ :
 ውደቁ : (አልኩ) ።

73 መላእክትም : መላውም : ባን
 ድነት : ሰገዱ ።

74 ኢብሊስ : ብቻ : ሲቀር ፤ ኮራ ፤
 ከከሐዲዎቹም : ነበር ።

75 (አላህም) : ኢብሊስ : ሆይ ! በሁ
 ለት : እጆቼ : (በኃይሌ) : ለፈጠ
 ርኩት : ከመሰገድ : ምን : ከለ
 ከለህ ? (አሁን) : ኮራህን ? ወይስ :

(ፊቱኑ) : ከትዕቢተኞቹ : ነበ
 ርክ : አለው ።

76 እኔ : ከርሱ : በላጭ : ነኝ ፤ ከእ
 ሳት : ፈጠርከኝ ፤ ከጭቃም :
 ፈጠርከው : አለ ።

77 (አላህ) : አለው :—ከርሷ : ውጣ ፤
 አንተ : የተባረርክ : ነህና ፤

78 ርግማኔም : እስከ : ፍርድ : ቀን :
 ድረስ : ባንተ : ላይ : ይኹን ።

79 ጌታዬ : ሆይ ! እስከሚቀሰቀሱ
 በት : ቀን : ድረስ : አቆየኝም :
 አለ ።

80 (አላህም) : አለው :— አንተ :
 ከሚቆዩት : ነህ ፤

81 እስከ : ታወቀው : ወቅት : ቀን :
 ድረስ ።

82 (እርሱም) : አለ :—በአሸናፊነትህ :
 ይኹንብኝ ፤ በመላ : አሳስታቸ
 ዋለሁ ፤

83 ከነርሱ : ምርጥ : የኾኑት : ባሮ
 ችህ : ብቻ : ሲቀሩ ።


84 (አላህ) : አለው :—እውነቱም :
 (ከኔ : ነው) ፤ እውነትንም : እላ
 ለሁ ።

85 ከአንተና : ከነርሱ : ውስጥ : ከተ
 ከተሉህ : ባንድ : ላይ : ገሀነምን :
 በእርግጥ : እመላታለሁ ።

86 በላቸው :—በርሱ : ላይ : ምንም :
 ዋጋ : አልጠይቃችሁም ፤ እኔም :
 ከተግደርዳሪዎቹ : አይደለሁም ።

87 እርሱ : (ቁርአን) : ለዓለማት :
 መገመጫ : እንጂ : ሌላ : አይደ
 ለም ።

88 ትንቢቱንም (እውነት : መኾኑን) :
 ከጊዜ : በኋላ : በእርግጥ : ታው
 ቁታላችሁ ።



በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም :
 ርገሩህ ፤ በጣም : አዛኝ : በሆ
 ነው ።

1 የመጽሐፉ : መወረድ : አሸና
 ፊው : ጥበበኛው : ከኾነው :
 አላህ : ነው ።

2 እኛ : ወደ : አንተ : መጽሐፉን :
 በውነት : (የተመላ) : ሲኾን :
 አወረድነው ፤ አላህንም : ሃይማ
 ኖትን : ለርሱ : ብቻ : ያጠራህ :
 ኾነህ : ተገዛው ።

3 ንቁ ፤ ፍጹም : ጥሩ : የኾነው :
 ሃይማኖት : የአላህ : ብቻ : ነው ።
 እነዚያም : ከርሱ : ሌላ : (ጣዖ
 ታትን) : ረዳቶች : የያዙት :
 ወደ : አላህ : ማቃረብን : እንዲ
 ያቃርቡን : እንጅ : ለሌላ : እን
 ግገዛቸውም : (ይላሉ) ፤ አላህ :
 በዚያ : እነርሱ : በርሱ : በሚለ
 ያዩበት : ነገር : በመካከላቸው :
 ይፈርዳል ፤ አላህ : እርሱ : ውሸ
 ታም : ከሐዲ : የኾነን : ሰው :
 አያቀናም ።

4 አላህ : ልጅን : መያዝ : በፈለገ :
 ኖሮ : ከሚፈጥረው : ውስጥ :
 የሚሻውን : ይመርጥ : ነበር ፤
 ጥራት : ተገባው ። እርሱ : አሸ
 ናፊው : አንዱ : አላህ : ነው ።

5 ስማያትንና : ምድርን : በውነት :
 ፈጠረ ፤ ሌሊትን : በቀን : ላይ :
 ይጠቀልላል ፤ ቀንንም : በሌሊት :
 ላይ : ይጠቀልላል ፤ ፀሐይንና :
 ጨረቃንም : ገራ ፤ ሁሉም :

ለተወሰነ : ጊዜ : ይሮጣሉ ፤
 ንቁ : እርሱ : አሸናፊው : መሐ
 ሪው : ነው ።

6 ከእንዲት : ነፍስ : ፈጠራችሁ ፤
 ከዚያም : ከርሷ : መቀናጀዋን :
 አደረገ ። ለናንተም : ከግመልና :
 ከከብት : ከፍየል : ከበግ : ስም
 ንት : ዓይነቶችን : (ወንድና :
 ሴት) : አወረደ ፤ በእናቶቻችሁ :
 ሆዶች : ውስጥ : በሦስት : ጨለ
 ማዎች : ውስጥ : (1) ከመፍ
 ጠር : በኋላ : (ሙሉ) : መፍጠ
 ርን : ይፈጥራችኋል ፤ (2) ይሃችሁ :
 ጌታችሁ : አላህ : ነው ። ሥል
 ጣኑ : የርሱ : ብቻ : ነው ፤ ከርሱ :
 ሌላ : አምላክ : የለም ፤ ታዲያ :
 ወዴት : ትዞራላችሁ ።

7 ብትክዱ : አላህ : ከናንተ : የተ
 ብቃቃ : ነው ። ለባሪያዎቹም : ክህደ
 ትን : አይወድም ፤ ብታመሰግኑም ፤
 እርሱን : ይወድላችኋል ፤ ማንኛይ
 ቱም : ኃጢአትን : ተሸካሚ : ነፍ
 ስ : የሌላይቱን : ኃጢአት : አት
 ሸከምም ፤ ከዚያም : መመለሻ
 ችሁ : ወደ : ጌታችሁ : ነው ፤ ትሠ
 ፍት : የነበራችሁትንም : ይነግራ
 ችኋል ፤ እርሱ : በልቦች : ውስጥ :
 ያሉትን : ዐዋቂ : ነውና ።

1 በሆድ : በማሕፀንና : በእንግዲ : ልጅ ።
 2 ከፍትወት : ጠባቂ : ከዚያም : ከረጋ :
 ደም : ከዚያም : ከቀረጭ : ስጋ : ለጥቆ :
 ሙሉ : ሰው : ያደርጋችኋል ።

8 ሰውንም ፡ ጉዳት ፡ ባገኘው ፡ ጊዜ ፡
 ጌታውን ፡ ወደርሱ ፡ ተመላሽ ፡
 ኾኖ ፡ ይጠራል ። ከዚያም ፡
 ከርሱ ፡ ዘንድ ፡ ጸጋን ፡ በሰጠው ፡
 ጊዜ ፡ ያንን ፡ ከዚያ ፡ በፊት ፡
 ወደርሱ ፡ ይጸልይበት ፡ የነበረ
 ውን ፡ (መከራ) ፡ ይረሳል ፤ ከመ
 ንገዱ ፡ ለማሳሳትም ፡ ለአላህ ፡
 ባላንጣዎችን ፡ ያደርጋል ፤ በክ
 ሕደትህ ፡ ጥቂትን ፡ ተጣቀም ፤
 አንተ ፡ በእርግጥ ፡ ከእሳት ፡
 ጓዶች ፡ ነህ ፡ በለው ።

9 እርሱ ፡ የመጨረሻይቱን ፡ ዓለም ፡
 (ቅጣት) ፡ የሚፈራ ፡ የጌታው
 ንም ፡ ችሮታ ፡ የሚከፈል ፡ ሲ
 ኾን ፡ በሌሊት ፡ ሰዓቶች ፡ ሰጋ
 ጅና ፡ ቋሚ ፡ ኾኖ ፡ ለጌታው ፡
 የሚገገዝ ፡ ሰው ፡ (እንደ ፡ ተስ
 ፋ ፡ ቤሱ ፡ ከሐዲ ፡ ነውን? በለው) ፤
 እነዚያ ፡ የሚያውቁና ፡ እነዚያ ፡
 የማያውቁ ፡ ይተካከላሉን? በላ
 ቸው ፤ የሚገነዘቡት ፡ ባለ ፡ አእ
 ምሮዎቹ ፡ ብቻ ፡ ናቸው ።

10 (ጌታችሁ) ፡ እናንተ ፡ ያመናችሁ ፡
 ባሮቹ ፡ ሆይ! ጌታችሁን ፡ ፍሩ ፤
 ለነዚያ ፡ በዚች ፡ በቅርቢቱ ፡
 ዓለም ፡ መልካም ፡ ለሠሩት ፡
 መልካም ፡ ምንዳ ፡ አላቸው ።
 የአላህ ፡ ምድርም ፡ ሰፊ ፡ ናት ፤
 (ብትቸገሩ ፡ ተሰደዱ) ፤ ታጋሾቹ ፡
 ምንዳቸውን ፡ የሚስሰጡት ፡ ያለ
 ግምት ፡ ነው ፤ (ይላል) ፡ በላ
 ቸው ።

11 በል ፡-እኔ ፡ አላህን ፡ ሃይማኖትን ፡
 ለርሱ ፡ ያጠራሁ ፡ ኾኜ ፡ እንድ
 ግገዛው ፡ ታዘዝኩ ፤

12 የሙስሊሞችም ፡ መጀመሪያ ፡ እን
 ድኾን ፡ ታዘዝኩ ።

13 እኔ ፡ ከጌታዬ ፡ ባምጥ ፡ የታላቁን ፡
 ቀን ፡ ቅጣት ፡ እፈራለሁ ፡ በል ።

14 አላህን ፡ ሃይማኖቱን ፡ ለርሱ ፡
 ያጠራሁ ፡ ኾኜ ፡ እግገዛዋለሁ ፡
 በል ።

15 ከርሱ ፡ ሌላ የሻችሁትን ፡ ተገዙ ፤
 ከሳሪዎች ፡ ማለት ፡ እነዚያ ፡
 በትንሣኤ ፡ ቀን ፡ ነፍሶቻቸው
 ንና ፡ ቤተሰቦቻቸውን ፡ ያከሰሩ ፡
 ናቸው ፤ ንቁ ፤ ይህ ፡ እርሱ ፡
 ግልጽ ፡ ከሳራ ፡ ነው ፡ በላቸው ።

16 ለነርሱ ፡ ከበላያቸው ፡ ከእሳት ፡
 የኾኑ ፡ (ድርብርብ) ፡ ጥላዎች ፡
 አሏቸው ፤ ከበታቻቸውም ፡ ጥላ
 ዎች ፡ አሏቸው ። ይህ ፡ አላህ ፡
 ባሮቹን ፡ (እንዲጠነቀቁ) ፡ በርሱ ፡
 ያስፈራራበታል ፤ ባሮቹ ፡ ሆይ!
 ስለዚህ ፡ ፍሩኝ ።

17 እነዚያም ፡ ጣዖታትን ፡ የሚግገ
 ዟት ፡ ከመኾን ፡ የራቁ ፡ ወደ ፡
 አላህም ፡ የዞሩ ፡ ለነርሱ ፡ ብስ
 ራት ፡ አላቸው ፤ ስለዚህ ፡ ባሮ
 ቹን ፡ አብስር ።

18 እነዚያን ፡ ንግግርን ፡ የሚያዳ
 ምጡትንና ፡ መልካሙን ፡ የሚ
 ከተሉትን ፡ (አብስር) ፤ እነዚያ ፡
 እነርሱ ፡ አላህ ፡ የመራቸው ፡
 ናቸው ። እነዚያም ፡ እነሱ ፡ ባለ ፡
 አእምሮዎቹ ፡ ናቸው ።

19 በርሱ ፡ ላይ ፡ የቅጣት ፡ ቃል ፡
 የተረጋገጠችበት ፡ ሰው ፡ (ትመ
 ሬዋለህን?) ፡ አንተ ፡ በእሳት ፡
 ውስጥ ፡ ያለን ፡ ሰው ፡ ታድና
 ለህን?

20 ግን ፡ እነዚያ ፡ ጌታቸውን ፡ የፈሩ ፡
 ለነርሱ ፡ ከበላያቸው ፡ የታነጹ ፡
 ሰገነቶች ፡ ያሏቸው ፡ ሰገነቶች ፡
 ከሥሮቻቸው ፡ ወንዞች ፡ የሚ

ፈስሱባቸው ፡ የኾኑ ፡ አሏቸው ፤
 (ይህንን) ፡ አላህ ፡ ቃል ፡ ገባላ
 ቸው ፤ አላህ ፡ ቃሉን ፡ አያፈር
 ስም ።

21 አላህ ፡ ከሰማይ ፡ ፊሃን ፡ እንዳ
 ወረደና ፡ በምድርም ፡ ውስጥ ፡
 ምንጮች ፡ አድርጎ ፡ እንዳስገ
 ባው ፡ አላየህምን? ከዚያም ፡
 በርሱ ፡ ዓይነቶቹ ፡ የተለያዩን ፡
 አዝመራ ፡ ያወጣል ፤ ከዚያም ፡
 ይደርቃል ፤ ገርጥቶም ፡ ታየዋ
 ለህ ፤ ከዚያም ፡ ስብርብርብ ፡ ያደ
 ርገዋል ፤ በዚህ ፡ ውስጥ ፡ ለባለ ፡
 አእምሮዎች ፡ ግሣጹ ፡ አለበት ።

22 አላህ ፡ ደረቱን ፡ ለእስልምና ፡
 ያሰፋለትና ፡ እርሱም ፡ ከጌታው ፡
 ዘንድ ፡ በብርሃን ፡ ላይ ፡ የኾነ ፡
 ሰው ፡ (ልቡ ፡ እንደ ፡ ደረቀ ፡
 ሰው ፡ ነውን?) ልቦቻቸውም ፡
 ከአላህ ፡ መወሳት ፡ ለደረቁ ፡
 ሰዎች ፡ ወየላቸው ፤ እነዚያ ፡
 በግልጽ ፡ መሳሳት ፡ ውስጥ ፡
 ናቸው ።

23 አላህ ፡ ከዜና ፡ ሁሉ ፡ መልካምን ፡
 ተመሳሳይ ፡ ተደጋጋሚ ፡ የኾነን ፡
 መጽሐፍ ፡ አወረደ ፤ ከርሱ ፡
 (ግሣጹ) ፡ የነዚያ ፡ ጌታቸውን ፡
 የሚፈሩት ፡ ሰዎች ፡ ቆዳዎች ፡
 ይኮማተራሉ ፤ ከዚያም ፡ ቆዳዎ
 ቻቸውና ፡ ልቦቻቸው ፡ ወደ ፡
 አላህ ፡ (ተስፋ) ፡ ማስታወስ ፡
 ይለዝባሉ ። ይህ ፡ የአላህ ፡ መም
 ሬያ ፡ ነው ፤ በርሱ ፡ የሚሻውን ፡
 ሰው ፡ ይመራበታል ፤ አላህም ፡
 የሚያጠመው ፡ ሰው ፡ ለርሱ ፡
 ምንም ፡ አቅኚ ፡ የለውም ።

24 በትንሣኤ ፡ ቀን ፡ ክፉን ፡ ቅጣት ፡
 በፊቱ ፡ የሚመክት ፡ ሰው ፡ (ከቅ
 ጣት ፡ እንደሚድን ፡ ነውን?) ለበ

ዳዮችም ፡ ትሠሩት ፡ የነበራች
 ሁትን ፡ (ቅጣቱን) ፡ ቅመሱ ፡
 ይባላሉ ።

25 ከነሱ ፡ በፊት ፡ የነበሩት ፡ አስ
 ተባበሉ ፤ ቅጣቱም ፡ ከማያው
 ቁት ፡ በኩል ፡ መጣባቸው ።

26 አላህም ፡ በቅርቢቱ ፡ ሕይወት ፡
 ውርደትን ፡ አቀመሳቸው ። የመ
 ጨረሻይቱም ፡ ዓለም ፡ ቅጣት ፡
 በጣም ፡ ትልቅ ፡ ነው ። የሚያ
 ወቁ ፡ ቢኾኑ ፡ ኖሮ ፡ (አያስተባ
 ብሉም ፡ ነበር) ።

27 በዚህም ፡ ቁርአን ፡ ውስጥ ፡ ለሰ
 ዎች ፡ ይገሠዱ ፡ ዘንድ ፡ ከየም
 ሳሌው ፡ ሁሉ ፡ በእርግጥ ፡ አብ
 ራራን ፤

28 መዛባት ፡ የሌለበት ፡ ዐረብኛ ፡
 ቁርአን ፡ ሲኾን ፡ (አብራራነው) ፡
 ሊጠነቀቁ ፡ ይከጀላልና ።

29 አላህ ፡ በርሱ ፡ ተጨቃሚቂዎች ፡
 የኾኑ ፡ ተጋሪዎች ፡ ያሉትን ፡
 ባሪያና ፡ ለአንድ ፡ ሰው ፡ ብቻ ፡
 ንጹሕ ፡ የኾነን ፡ ባሪያ ፡ (ለሚያ
 ጋራና ፡ ባንድነቱ ፡ ለሚያምን ፡
 ሰው) ፡ ምሳሌ ፡ አደረገ ፤ በም
 ሳሌ ፡ ይተካከሉን? ፤ ምስጋና ፡
 ለአላህ ፡ ይገባው ። በውነቱ ፡
 አብዛኞቻቸው ፡ አያውቁም ።

30 አንተ ፡ ሟች ፡ ነህ ፤ እነርሱም ፡
 ሟች ፡ ናቸው ።

31 ከዚያም ፡ እናንተ ፡ በትንሣኤ ፡
 ቀን ፡ እጌታችሁ ፡ ዘንድ ፡ ትከራ
 ከራሳችሁ ።

★ ★ ★

32 በአላህም ፡ ላይ ፡ ከዋሸ ፡ እውነ
 ቱንም ፡ በመጣላት ፡ ጊዜ ፡ ከአ
 ስተባበለ ፡ ሰው ፡ ይበልጥ ፡

በዳይ : ማን : ነው ? በገሀነም :
 ውስጥ : ለከላዲዎች : መኖሪያ :
 የለምን ? (አልለ : እንጅ) ።
 33 ያም : በውነት : የመጣው : በርሱ
 ያመነውም : እነዚያ : እነርሱ :
 አላህን : ፈሪዎች : ናቸው ።
 34 ለነርሱ : በጌታቸው : ዘንድ :
 የሚሹት : ሁሉ : አላቸው ፤ ይህ :
 የበጎ : አድራጊዎች : ምንዳ :
 ነው ።
 35 አላህ : ያንን : (በስሕተት) : የሠ
 ሩትን : መጥፎ : ሥራ : ከነርሱ :
 ሊሰርዳላቸው : በዚያም : ይሠ
 ሩት : በነበሩት : በመልካሙ :
 ሥራ : ምንዳቸውን : ሊመነዳ
 ቸው : (ይህንን : አደረገ) ።
 36 አላህ : ባሪያውን : በቂ : አይደ
 ለምን ? በነዚያ : ከርሱ : ሌላ :
 በሽኑትም : (ጣዖታት) : ያስፈ
 ሬሩሃል ፤ አላህ : የሚያጠመ
 ወም : ሰው : ለርሱ : ምንም :
 አቅኚ : የለውም ።
 37 አላህ : የሚያቀናውም : ሰው :
 ለርሱ : ምንም : አጥማሚ :
 የለውም ፤ አላህ : አሸናፊ : የመ
 በቀል : ባለ : ቤት : አይደለምን ?
 38 ሰማያትንና : ምድርን : የፈጠረ :
 ማን : እንደ : ሽኑ : ብትጠይቃ
 ቸው : አላህ : ነው : ይሉሃል ።
 ከአላህ : ሌላ : የምትግዛዟቸውን :
 (ጣዖታት) : አያችሁን ? (ንገሩኝ) :
 አላህ : በጉዳት : ቢፈልገኝ : እነሱ
 ጉዳቱን : ገላጮች : ናቸውን ?
 ወይስ : በችሮታው : ቢፈቅደኝ :
 እነርሱ : ችሮታውን : አጋጆች :
 ናቸውን ? በላቸው ። አላህ :
 በቂዬ : ነው ፤ በርሱ : ላይ :
 ተመኪዎች : ይመካሉ ፤ በል ።

39 (ሙሐመድ : ሆይ !) በላቸው :—
 ሕዝቦቼ : ሆይ ! ባላችሁበት :
 ሽኑታ : ላይ : ሥሩ ፤ እኔ : ሠሪ :
 ነኝና ፤ ወደፊትም : ታውቃላ
 ችሁ ፤
 40 ያንን : የሚያሳፍረው : ቅጣት :
 የሚመጣበትንና : በርሱ : ላይ :
 ዘውታሪ : ቅጣት : የሚሰፍር
 በትን : (ታውቃላችሁ) ?
 41 እኛ : መጽሐፉን : ባንተ : ላይ :
 ለሰዎች : (ጥቅም) : በውነት :
 አወረድነው ፤ የተመራም : ሰው :
 ለነፍሱ : ነው ፤ የጠመመም :
 ሰው : የሚጠመው : (ጉዳቱ) :
 በርሷ : ላይ : ነው ፤ አንተም :
 (ታስገድዳቸው : ዘንድ) : በነርሱ :
 ላይ : ጠባቂ : አይደለህም ።
 42 አላህ : ነፍሶችን : በሞታቸው :
 ጊዜ : ይወስዳል ፤ ያችንም : ያል
 ሞተችውን : በእንቅልፍ : ጊዜ :
 (ይወስዳታል) ፤ ታዲያ : ያችን :
 ሞትን : የፈረደባትን : ይይዛታል ፤
 ሌላይቱንም : እስከ : ተወሰነ :
 ጊዜ : ድረስ : ይለቃታል ፤ በዚህ :
 ውስጥ : ለሚያስተነትኑ : ሕዝ
 ቦች : ምልክቶች : አሉበት ።
 43 ይልቁንም : (ቁረይሾች) : ከአ
 ላህ : ሌላ : አማላጆችን : ያዙ ፤
 እነርሱ : ምንንም : የማይችሉና :
 የማያውቁ : ቢሽኑም ? በላቸው ።
 44 ምልጃ : መላውም : የአላህ : ብቻ :
 ነው ፤ የሰማያትና : የምድር : ሥል
 ጣን : የርሱ : ብቻ : ነው ፤ ከዚ
 ያም : ወደርሱ : ትመለሳላችሁ ፤
 በላቸው ።
 45 አላህም : ብቻውን : በተወሳ :
 ጊዜ : የነዚያ : በመጨረሻይቱ :
 ዓለም : የማያምኑት : ሰዎች :

ልቦች : ይሸመቃሉ ፤ (ይደነብ
 ራሱ) ፤ እነዚያም : ከርሱ : ሌላ :
 የሽኑት : (ጣዖታት) : በተወሰኑ :
 ጊዜ : እነርሱ : ወዲያውት : ይደሰ
 ታሉ ።
 46 ሰማያትንና : ምድርን : የፈጠ
 ርክ : ሩቁንም : ቅርቡንም :
 ዐዋቂ : የሽንክ : አላህ : ሆይ !
 አንተ : በባሮችህ : መካከል :
 በዚያ : በርሱ : ይለያዩበት : በነበ
 ሩት : ነገር : ትፈርዳለህ ፤ በል ።
 47 ለነዚያም : ለበደሉት : በምድር :
 ያለው : ሁሉ : መላውም : ከርሱ :
 ጋር : መሰሉም : ቢኖራቸው :
 ኖሮ : በትንሣኤ : ቀን : ከቅጣቱ :
 ከፋት : የተነሳ : በርሱ : ነፍሶቻ
 ቸውን : በተበገቡበት : ነበር ። ለነ
 ርሱም : ከአላህ : ዘንድ : ያሰቡት :
 ያልነበሩት : ሁሉ : ይገለጽላቸ
 ዋል ።
 48 ለነሱም : የሠሩዎቸው : መጥፎ
 ዎቹ : ይገለጹላቸዋል ። በነርሱም :
 ላይ : በርሱ : ያላጣጡበት : የነበ
 ሩት : ቅጣት : ይሰፍርባቸዋል ።
 49 ሰውንም : ጉዳት : ባገኘው : ጊዜ :
 ይጠራናል ፤ ከዚያም : ከኛ : የሽኑ
 ውን : ጸጋ : በሰጠነው : ጊዜ :
 እርሱን : የተሰጠሁት : በዕው
 ቀት : ብቻ : ነው : ይላል ፤ ይልቁ
 ንም : እርሷ : (ጸጋይቱ) : መፈ
 ተኛ : ናት ፤ ግን : አብዛኛቻቸው :
 አያውቁም ።
 50 እነዚያ : ከነሱ : በፊት : የነበሩት :
 ሕዝቦች : በእርግጥ : ብለዋታል ፤
 ይሠሩት : የነበሩትም : ነገር : ከነ
 ርሱ : አልጠቀማቸውም ።
 51 የሠሩዎቸውም : መጥፎዎች :
 (ቅጣት) : አገኛቸው ። ከነዚህም :
 እነዚያ : የበደሉት : የሠሩዎቸው :

መጥፎዎች : (ፍዳ) : በእርግጥ :
 ይነካቸዋል ። እነርሱም : አምላ
 ጮች : አይደሉም ።
 52 አላህ : ሲሳዩን : ለሚሻው : ሰው :
 የሚያሰፋ : የሚያጠብም : መኾ
 ኑን : አያውቁምን ? በዚህ :
 ውስጥ : ለሚያምኑት : ሕዝቦች :
 ግሣጾዎች : አሉበት ።
 53 በላቸው :— እናንተ : በነፍሶቻ
 ችሁ : ላይ : ድንበር : ያለፋችሁ :
 ባሮቹ : ሆይ ! ከአላህ : እዝነት :
 ተስፋ : አትቀረጡ ፤ አላህ : ኃጢ
 አቶችን : በመላ : ይምራልና :
 እነሆ : እርሱ : መሐሪው : አዛኙ :
 ነውና ።
 54 ቅጣቱም : ወደናንተ : ከመምጣ
 ቱና : ከዚያም : የማትረዱ : ከመ
 ሽናችሁ : በፊት : ወደ : ጌታችሁ :
 (በመጸጸት) : ተመለሱ ፤ ለርሱም :
 ታዘዙ ።
 55 እናንተ : የማታውቁ : ስትሽኑም :
 ቅጣቱ : በድንገት : ሳይመጣባ
 ችሁ : በፊት : ከጌታችሁ : ወደ
 ናንተ : የተወረደውን : መልካ
 ሙን : (መጽሐፍ) : ተከተሉ ።
 56 (የካደች) : ነፍስ : እኔ : ከሚሳለ
 ቁት : የነበርኩ : ስሽን : በአላህ :
 በኩል : ባንደልኩት : ዋ : ጸጸቱ !
 ማለቷን : (ለመፍራት) ፤
 57 ወይም : አላህ : በመራኝ : ኖሮ :
 ከሚጠነቀቁት : እሽን : ነበር :
 ማለቷን : (ለመፍራት) ፤
 58 ወይም : ቅጣቱን : በምታይ :
 ጊዜ : ለኔ : (ወደ : ምድረ : ዓለም)
 አንድ : ጊዜ : መመለስ : በኖረ
 ኝና : ከበጎ : አድራጊዎቹ : በሽ
 ንኩ : ማለቷን : (ለመፍራት :
 መልካሙን : ተከተሉ) ።

59 የለም ፣ ተመርተሃል ፤ አንቀጾቹ ፣ በእርግጥ ፣ መጥተውልሃል ፤ በነሱም ፣ አስተባብለሃል ፤ ኮርተሃልም ፤ ከከሐዲዎቹም ፣ ሽነሃል ፤ (ይባላል) ።

60 በትንሣኤ ፣ ቀንም ፣ እነዚያን ፣ በአላህ ፣ ላይ ፣ የዋሹትን ፣ ፊቶቻቸው ፣ የጠቆሩ ፣ ሽነው ፣ ታያቸዋለህ ፤ በገሀነም ፣ ውስጥ ፣ ለትዕቢተኞች ፣ መኖሪያ ፣ የለምን ?

61 እነዚያንም ፣ የተጠነቀቁትን ፣ በማግኛቸው ፣ ስፍራ ፣ ሽነው ፣ አላህ ፣ ያድናቸዋል ፤ ክፉ ፣ ነገር ፣ አይነካቸውም ፤ እነርሱም ፣ አያዝኑም ።

62 አላህ ፣ የነገሩ ፣ ሁሉ ፣ ፈጣሪ ፣ ነው ። እርሱም ፣ በነገሩ ፣ ሁሉ ፣ ላይ ፣ አስተናባሪ ፣ ነው ።

63 የሰማያትና ፣ የምድር ፣ (ድልብ) ፣ መክፈቻዎች ፣ የርሱ ፣ ብቻ ፣ ናቸው ፤ እነዚያም ፣ በአላህ ፣ አንቀጾች ፣ የካዱት ፣ እነዚያ ፣ እነሱ ፣ ከሳሪዎቹ ፣ ናቸው ።

64 እላንተ ፣ መሃይማን ፣ ሆይ ! ከአላህ ፣ ሌላን ፣ እንድግዛ ፣ ታዙኛላችሁን ? በላቸው ።

65 ብታጋራ ፣ ሥራህ ፣ በእርግጥ ፣ ይታበሳል ፤ በእርግጥም ፣ ከከሐዲዎቹ ፣ ትሽናለህ ፣ ማለት ፣ ወደ አንተም ፣ ወደነዚያም ፣ ካንተ ፣ በፊት ፣ ወደነበሩት ፣ በእርግጥ ፣ ተወርዷል ።

66 ይልቅ ፣ አላህን ፣ ብቻ ፣ ተገዛም ፤ ከአመስጋኞቹም ፣ ሹን ።

67 አላህንም ፣ በትንሣኤ ፣ ቀን ፣ ምድር ፣ በመላ ፣ ጭብጡ ፣ (1) ስትሾን ፤ ሰማያትም ፣ በገይሉ ፣

የሚጠቀሱ ፣ ሲሾኑ ፣ (ከርሱ ፣ ጋር ፣ ሌላን ፣ በማጋራታቸው) ፣ ተገቢ ፣ ክብሩን ፣ አላከበሩትም ። ከሚያጋሩት ፣ ጠራ ፤ ላቀም ።

68 በቀንዳም ፣ ይነፍሱል ፤ በሰማያት ፣ ውስጥ ፣ ያለው ፣ ፍጡርና ፣ በምድርም ፣ ውስጥ ፣ ያለው ፣ ፍጡር ፣ ሁሉ ፣ አላህ ፣ የሻው ፣ ሲቀር ፣ በድንጋጤ ፣ ይሞታል ፤ ከዚያም ፣ በርሱ ፣ ሌላ ፣ (መነፋት) ፣ ይነፋል ፤ ወዲያውም ፣ እነርሱ ፣ (የሚሠራባቸውን) ፣ የሚጠባበቁ ፣ ሽነው ፣ ቋሚዎች ፣ ይሾናሉ ።

69 ምድርም ፣ በጌታዋ ፣ ብርሃን ፣ ታበራለች ፤ መጽሐፉም ፣ ይቀረባል ፤ ነቢያቱና ፣ ምስክሮቹም ፣ ይምመጣሉ ፤ በመካከላቸውም ፣ በውነት ፣ ይፈረዳል ፤ እነርሱም ፣ አይበደሉም ።

70 ነፍስም ፣ ሁሉ ፣ የሠራቸውን ፣ ሥራ ፣ ትሞላለች ፤ (ትሰፈራለች) ፤ እርሱም ፣ የሚሠሩትን ፣ ሁሉ ፣ ዐዋቂ ፣ ነው ።

71 እነዚያ ፣ የካዱትም ፣ የተከፋፈሉ ፣ ጭፍሮች ፣ ሽነው ፣ ወደ ገሀነም ፣ ይነዳሉ ፤ በመጣትም ፣ ጊዜ ፣ ደጃፎችዋ ፣ ይከፈታሉ ፤ ዘበኞቻቸውም ፣ ከናንተ ፣ የሾኑ ፣ መልክተኞች ፣ የጌታችሁን ፣ አንቀጾች ፣ በናንተ ፣ ላይ ፣ የሚያነቡላችሁ ፣ የዚህንም ፣ ቀን ፣ መገናኘት ፣ የሚያስጠነቅቋችሁ ፣ አልመጡዋችሁምን ? ይሏቸዋል ፤ የለም ፣ መጥተውናል ፤ ግን ፣ የቅጣቱ ፣ ቃል ፣ በከሐዲዎች ፣ ላይ ፣ ተረጋገጠች ፣ ይላሉ ።

72 የገሀነምን ፣ ደጃፎች ፣ በውስጡ ፣ ዘውታሪዎች ፣ ስትሾኑ ፣ ግቡ ፤ የትዕቢተኞችም ፣ መኖሪያ ፣ ምን ፣ ትከፋ ! ይባላሉ ።

73 እነዚያም ፣ ጌታቸውን ፣ የፈሩት ፣ የተከፋፈሉ ፣ ጭፍሮች ፣ ሽነው ፣ ወደ ገነት ፣ ይነዳሉ ፤ በመጣትም ፣ ጊዜ ፣ ደጃፎችዋ ፣ የተከፈቱ ፣ ሲሾኑ ፣ ዘበኞቻቸውም ፣ ለነርሱ ፣ ሰላም ፣ በናንተ ፣ ላይ ፣ ይሾን ፤ ተዋባችሁ ፤ ዘውታሪዎች ፣ ሽናችሁ ፣ ግቧት ፤ ባሏቸው ፣ ጊዜ ፣ (ይገቧታል) ።


74 ምስጋና ፣ ለአላህ ፣ ለዚያ ፣ ተስፋ ፣ ቃሉን ፣ ለሞላልን ፤ የገነትን ፣ ምድር ፣ በምንሻው ፣ ስፍራ ፣ የም

ንሰፍር ፣ ስንሾን ፣ ላወረሰን ፣ ይገባው ፣ ይላሉም ፤ የሠራዎችም ፣ ምንዳ ፣ ምን ፣ ያምር !

75 መላእክትንም ፣ በጌታቸው ፣ ምስጋና ፣ ቀላቅለው ፣ የሚያጠሩ ፣ ሲሾኑ ፣ በዐርሹ ፣ ዙሪያ ፣ ከባቢዎች ፣ ሽነው ፣ ታያለህ ። በመካከላቸውም ፣ (1) በውነት ፣ ይፈረዳል ፤ ይባላልም ፤ ምስጋና ፣ ለአላህ ፣ ለዓለማት ፣ ጌታ ፣ ይገባው ።

1 በፍጡሮች ፣ መካከል ።

ምዕራፍ : 40 : አል-ሙእሚን ። ክፍል : 24 ።



በአላህ ፣ ስም ፣ እጅግ ፣ በጣም ፣ ርኅሩህ ፣ በጣም ፣ አዛኝ ፣ በሆነው።

1 ሐ. መ. (ሐ. ሚም) ፤ (1)

2 የመጽሐፉ ፣ መወረድ ፣ አሸናፊ ፣ ዐዋቂ ፣ ከሾነው ፣ አላህ ፣ ነው ።

3 ጎጠአትን ፣ መሓሪ ፣ ጸጸትንም ፣ ተቀባይ ፣ ቅጣት ፣ ብርቱ ፣ የልግስና ፣ ባለቤት ፣ ከሾነው ፣ (አላህ የወረደ ፣ ነው) ፤ ከርሱ ፣ በቀር ፣ አምላክ ፣ የለም ፤ መመለሻው ፣ ወደርሱ ፣ ብቻ ፣ ነው ።

4 በአላህ ፣ አንቀጾች ፣ እነዚያ ፣ የካዱት ፣ ቢሾኑ ፣ እንጅ ፣ ማንም ፣ (በመዝለፍ) ፣ አይከራከርም ።

1 የሚሾነው ፣ ነገር ፣ ሁሉ ፣ ፍርዱ ፣ ተፈጸመ ።

በያገሮችም ፣ ውስጥ ፣ መዘዋወራቸው ፣ አይሸንግላህ ።

5 ከነሱ ፣ በፊት ፣ የኑሕ ፣ ሕዝቦች ፣ ከኋላቸውም ፣ አሕዛቦቹ ፣ አስተባብሉ ፤ ሕዝቦችም ፣ ሁሉ ፣ መልክተኞቻቸውን ፣ ሊይዙ ፣ አሰቡ ፤ በውሸትም ፣ በርሱ ፣ እውነትን ፣ ሊያጠፉበት ፣ ተከራከሩ ፤ ያዝኳቸውም ፤ ታዲያ ፣ ቅጣቴ ፣ እንዴት ፣ ነበር ?

6 እንደዚሁም ፣ የጌታህ ፣ ቃል ፣ በነዚያ ፣ በካዱት ፣ ላይ ፣ እነሱ ፣ የአሳት ፣ ጓዶች ፣ ናቸው ፣ ማለት ፣ ተረጋገጠች ።

7 እነዚያ ፣ ዐርሹን ፣ የሚሸከሙት ፣ እነዚያም ፣ በዙሪያው ፣ ያሉት ፣ በጌታቸው ፣ ምስጋና ፣ ያወድሳሉ፤

1 አንድ ፣ ጭብጥ ።

በርሱም ፡ ያምናሉ ፤ ጌታችን ፡ ሆይ ! ነገሩን ፡ ሁሉ ፡ በእዝነትና ፡ በዕውቀት ፡ ከበሃል ፤ ስለዚህ ፡ ለነዚያ ፡ ለተጸጸቱት ፡ መንገድ ህንም ፡ ለተከተሉት ፡ ምሕረት ፡ አድርገላቸው ፤ የእሳትንም ፡ ቅጣት ፡ ጠብቃቸው ፡ እያሉ ፡ ለነዚያ ፡ ላመኑት ፡ ምሕረትን ፡ ይለምናሉ ።

8 ጌታችን ፡ ሆይ ! እነርሱንም ፡ ከአባቶቻቸውና ፡ ከሚስቶቻቸው ም ፡ ከዝርዮቻቸውም ፡ የበጀውን ፡ ሁሉ ፡ እነዚያን ፡ ቃል ፡ የገባ ህላቸውን ፡ የመናሪያ ፡ ገነቶች ፡ አግባቸው ፤ አንተ ፡ አሸናፊው ፡ ጥበበኛው ፡ አንተ ፡ ነህና ።

9 ከቅጣቶችም ፡ ጠብቃቸው ፤ በዚያ ፡ ቀንም ፡ የምትጠብቀውን ፡ ሰው ፡ በእርግጥ ፡ አዘንክለት ፤ ይህም ፡ እርሱ ፡ ታላቅ ፡ ማግኘት ፡ ነው ።

10 እነዚያ ፡ የካዱት ፡ ሰዎች ፡ ወደ ፡ እምነት ፡ በምትጥጠሩና ፡ በምትክዱ ፡ ጊዜ ፡ አላህ ፡ (እናንተን) ፡ መጥላቱ ፡ ነፍሶቻችሁን ፡ (ዛሬ) ፡ ከመጥላታችሁ ፡ የበለጠ ፡ ነው ፤ በማለት ፡ ይጥጠራሉ ።

11 ጌታችን ፡ ሆይ ! ሁለትን ፡ ሞት ፡ አሞትከን ፡ ሁለትንም ፡ ሕይወት ፡ ሕያው ፡ አደረግከን ፤ በኃጢአቶቻችንም ፡ መሰከርን ፤ ታዲያ ፡ (ከእሳት) ፡ ወደ ፡ መውጣት ፡ መንገድ ፡ አለን ? ይላሉ ።

12 ይሃችሁ ፡ እነሆ ፡ አላህ ፡ ብቻውን በተጠራ ፡ ጊዜ ፡ ስለ ፡ ካዳችሁ ፡ በርሱም ፡ ተጋሪ ፡ ቢደረግ ፡ የምታምኑ ፡ ስለ ፡ ሽናችሁ ፡ ነው ፤ ስለዚህ ፡ ፍርዱ ፡ ከፍተኛ ፡ ታላቅ ለኾነው ፡ አላህ ፡ ብቻ ፡ ነው ።

13 እርሱ ፡ ያ ፡ (ለአምላክነቱ) ፡ ምልክቶቹን ፡ የሚያሳያችሁ ፡ ለናንተም ፡ ከሰማይ ፡ ሲሳይን ፡ የሚያወርድላችሁ ፡ ነው ፤ ወደርሱም ፡ የሚመለስ ፡ ሰው ፡ ቢኾን ፡ እንጂ ፡ ሌላው ፡ አይገሠጽም ።

14 አላህንም ፡ ከሐዲዎች ፡ ቢጠሉም ሃይማኖትን ፡ ለርሱ ፡ አጥሪዎች ፡ ሽናችሁ ፡ ተገዙት ።

15 (እርሱ) ፡ ደረጃዎችን ፡ ከፍ ፡ አድራጊ ፡ የዐርሹ ፡ ባለቤት ፡ ነው ፤ የመገናኛውን ፡ ቀን ፡ ያስፈራራ ፡ ዘንድ ፡ ከባርቹ ፡ በሚሻው ፡ ሰው ፡ ላይ ፡ ከትእዛዙ ፡ መንፈስን ፡ (ራእይን) ፡ ያወርዳል ።

16 እነርሱ ፡ (ከመቃብር) ፡ በሚወጡበት ፡ ቀን ፡ በአላህ ፡ ላይ ፡ ከነሱምንም ፡ ነገር ፡ አይደበቅም ፤ ንግሥናው ፡ ዛሬ ፡ ለማን ፡ ነው ? (ይባላል ፤) ለአሸናፊው ፡ ለአንዱ ፡ አላህ ፡ ብቻ ፡ ነው ፡ (ይባላል) ።

17 ዛሬ ፡ ነፍስ ፡ ሁሉ ፡ በሠራቸው ፡ ሥራ ፡ ትመነዳለች ፤ ዛሬ ፡ በደል ፡ የለም ፤ አላህ ፡ በእርግጥ ፡ ምርመራው ፡ ፈጣን ፡ ነው ፡ (ይባላል) ።

18 ቅርቢቱንም ፡ (የትንሣኤን) ፡ ቀን ልቦች ፡ ጭንቀትን ፡ የተመሉ ፡ ኾነው ፡ ላንቃዎች ፡ ዘንድ ፡ የሚደርሱበትን ፡ ጊዜ ፡ አስጠንቅቃቸው ፤ ለበዳዮች ፡ ምንም ፡ ወዳጅና ፡ ተሰሚ ፡ አማላጅ ፡ የላቸውም ።

19 (አላህ) ፡ የዓይኖችን ፡ ክዳት ፡ ልቦችም ፡ የሚደብቁትን ፡ ሁሉ ፡ ያውቃል ።

20 አላህም ፡ በውነት ፡ ይፈርዳል ፤ እነዚያም ፡ ከርሱ ፡ ሌላ ፡ የሚገገዟቸው ፡ በምንም ፡ አይፈርዱም ፤ አላህ ፡ እርሱ ፡ ሰሚው ፡ ተመልካቹ ፡ ነው ።

21 የነዚያን ፡ ከነሱ ፡ በፊት ፡ የነበሩትን ፡ ሕዝቦች ፡ ፍጻሜ ፡ እንዴት ፡ እንደ ፡ ነበረ ፡ ይመለከቱ ፡ ዘንድ ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ አይኼዱምን ? በጎይልና ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ በተውዋቸው ፡ ምልክቶች ፤ ከነሱ ፡ ይበልጥ ፡ የበረቱ ፡ ነበሩ ፤ አላህም ፡ በገጢአቶቻቸው ፡ ያዛቸው ፤ ለነሱም ፡ ከአላህ ፡ (ቅጣት) ምንም ፡ ጠባቂ ፡ አልነበራቸውም ።

22 ይህ ፡ (መያዝ) ፡ እነሱ ፡ መልክተኞቻቸው ፡ በታምራቶች ፡ ይመጡባቸው ፡ ስለ ፡ ነበሩና ፡ ስለ ፡ ካዱ ፡ ነው ፤ አላህም ፡ ያዛቸው ፤ እርሱ ፡ ጎይል ፡ ቅጣተ ፡ ብርቱ ፡ ነውና ።

23 ሙሳንም ፡ በታምራቶቻችንና ፡ በግልጽ ፡ ማስረጃ ፡ በእርግጥ ፡ ላክነው ።

24 ወደ ፡ ፈርዖንና ፡ ወደ ፡ ሃማን ፤ ወደ ፡ ቃሩንም ፡ (ላክነው) ፤ ድግምተኛው ሸታም ፡ ነው ፡ አሉም ።

25 ከኛ ፡ ዘንድ ፡ እውነትን ፡ ይዞ ፡ በመጣላቸውም ፡ ጊዜ ፡ የነዚያን ፡ ከርሱ ፡ ጋር ፡ የመኑትን ፡ ሰዎች ፡ ወንዶች ፡ ልጆች ፡ ግደሉ ፤ ቤተቻቸውንም ፡ አስቀሩ ፡ አሉ ፤ የከሐዲዎችም ፡ ተንኮል ፡ በጥፋት ፡ ውስጥ ፡ እንጅ ፡ አይደለም ።

26 ፈርዖንም ፡— ተዉኝ ፤ ሙሳን ፡ ልግደል ፤ ጌታውንም ፡ ይጥራ ፤ ያደነው ፡ እንደኾነ ፤ እኔ ፡ ሃይ

ማኖታችሁን ፡ ሊለውጥ ፤ ወይም ፡ በምድር ፡ ውስጥ ፡ ጥፋትን ፡ ሊያስራጭ ፡ እፈራለሁና ፡ አለ ።

27 ሙሳም ፡ እኔ ፡ በምርመራው ፡ ቀን ፡ ከማያምን ፡ ትዕቢተኛ ፡ ሁሉ ፡ በጌታዮና ፡ በጌታችሁ ፡ ተጠበቅሁ ፡ አለ ።

28 ከፈርዖንም ፡ ቤተሰቦች ፡ አንድ ፡ እምነቱን ፡ የሚደብቅ ፡ ምእምን ፡ ሰው ፡ አለ ፡— ሰውየውን ፡ ከጌታችሁ ፡ በታምራቶች ፡ በእርግጥ ፡ የመጣላችሁ ፡ ሲኾን ፡ ጌታዬ ፡ አላህ ፡ ነው ፡ ስለሚል ፡ ትገድላላችሁን ? ውሸታምም ፡ ቢኾን ፡ ውሸቱ ፡ በርሱው ፡ ላይ ፡ ነው ፤ እውነተኛ ፡ ቢኾን ፡ ግን ፡ የዚያ ፡ የሚያስፈራራችሁ ፡ ከፊሉ ያገኛችኋል ፤ አላህ ፡ ያንን ፡ እርሱ ድንበር ፡ አላፊ ፡ ውሸታም ፡ የኾነውን ፡ አይመራምና ።

29 ወገኖቹ ፡ ሆይ ! በምድር ፡ ላይ ፡ አሸናፊዎች ፡ ስትኾኑ ፡ ዛሬ ፡ መንግሥቱ ፡ የናንተ ፡ ነው ፤ ታዲያ ፡ ከአላህ ፡ ቅጣት ፡ ቢመጣብን ፡ የሚያድነን ፡ ማን ፡ ነው ? (አለ) ። ፈርዖን ፡ የማየውን ፡ ነገር እንጅ ፤ አላመለክታችሁም ፤ ቅኑንም ፡ መንገድ ፡ እንጅ ፡ አልመራችሁም ፡ አላቸው ።

30 ያም ፡ ያመነው ፡ ሰው ፡ አለ ፡— እኔ ፡ በናንተ ፡ ላይ ፡ የአሕዛቦቹን ፡ ቀን ፡ ብጤ ፡ እፈራላችኋለሁ ።

31 የኑሕን ፡ ሕዝቦች ፡ የዓድንና ፡ የሠሙድንም ፡ የነዚያንም ፡ ከኋላቸው ፡ የነበሩትን ፡ ልማድ ፡ ብጤ ፡ (እፈራላችኋለሁ) ፤ አላህም ፡ ለባርቹ ፡ መበደልን ፡ የሚሻ ፡ አይደለም ።

32 ወገኖቹ : ሆይ ! እኔ : በናንተ : ላይ : የመጠራሪያን : ቀን : (1) እፈራለሁ ።

33 ወደኋላ : ዘራችሁ : በምትሸሹበት : ቀን ፤ ለናንተ : ከአላህ : (ቅጣት) : ምንም : ጠባቂ : የላችሁም ፤ አላህ ምን : የሚያጠመው : ሰው : ለርሱ : ምንም : አቅኚ : የለውም ።

34 ዩሱፍም : ከዚህ : በፊት : ግልጽ : ማስረጃዎችን : በእርግጥ : አመጣላችሁ ፤ ከዚያም : እርሱ : ካመጣላችሁ : ነገር : ከመጠራጠር : አልተወገዳችሁም ፤ በጠፋም : ጊዜ : አላህ : ከርሱ : ኋላ : መልክተኛን : በጭራሽ : አይልክም ፤ አላችሁ ፤ አላህ : እንደዚሁ : ድንበር : አላፈ : ተጠራጣሪ : የኾነን : ሰው : ያሳስታል ።

35 እነዚያ ፤ የመጣላቸው : አስረጅ : ሳይኖር : በአላህ : ታምራቶች : የሚከራከሩ : (ክርክራቸው) : አላህ : ዘንድና : እነዚያም : አመኑት : ዘንድ : መጠላቱ : በጣም : ተለቀ ፤ እንደዚሁ : አላህ : በኩሩ : ጨካኝ : (ሰው) : ልብ : ሁሉ : ላይ : ያትማል ።

36 ፈርዖንም : አለ :—ሃማን : ሆይ ! መንገዶችን : እደርስ : ዘንድ : ረገርም : ሕንጻን : ለኔ : ካብልኝ ።

37 የሰማያትን : መንገዶች : (እደርስ : ዘንድ) ፤ ወደ : ሙሳም : አምላክ : እመለከት : ዘንድ : እኔም : ወሸታም : ነው : ብዬ : በእርግጥ : እጠረጥረዋለሁ : (አለ)፤ እንደዚሁም : ለፈርዖን : መጥፎ :

ሥራው : ተሸለመለት ፤ ከቅን : መንገድም : ታገደ ፤ የፈርዖንም : ተንኮል : በከሳራ : ውስጥ : እንጅ : አይደለም ።

38 ያም : ያመነው : አለ :— ወገኖቹ : ሆይ ! ተከተሉኝ ፤ ቀጥታውን : መንገድ : እመራችኋለሁና ።

39 ወገኖቹ : ሆይ ! ይህኛ : ቅርቤቱ : ሕይወት : (ጥቂት) : መጣቀሚያ : ብቻ : ናት ፤ መጨረሻይቱም : ዓለም : እርሷ : መርጊያ : አገር : ናት ።

40 መጥፎን : የሠራ : ሰው : ብጤዋን : እንጅ : አይመነዳም ፤ እርሱ : ምእምን : ኾኖ : ከወንድ : ወይም : ከሴት : በጎን : የሠራም : ሰው : እነዚያ : ገነትን : ይገባሉ ፤ በርሷ : ውስጥ : ያለ : ቁጥጥር : ይመገባሉ ።

41 ወገኖቹም : ሆይ ! ወደ : መዳን : የምጠራችሁ : ስኾን : ወደ : እሳትም : የምትጠሩኝ : ስትኾኑ : ለኔ : ምን : አለኝ ! (1)

42 በአላህ : ልክድና : በርሱም : ለኔ : ዕውቀት : የሌለኝን : ነገር : በርሱ : እንዳጋራ : ትጠሩኛላችሁ ፤ እኔም : ወደ : አሸናፊው : መሐረው : (አላህ) : እጠራችኋለሁ ።

43 በእርግጥ : ወደርሱ : የምትጠሩብኝ : (ጣዖት) : ለርሱ : በቅርቤቱም : ኾነ : በመጨረሻይቱ : ዓለም : (ተሰሚ) : ጥሪ : የለውም፤ መመለሻችንም : በእርግጥ : ወደ : አላህ : ነው ፤ ወሰን : አላፈዎ

1 የእሳትና : የጎንት : ሰዎች : የሚጠራሩበትን : የትንሣኤን : ቀን ።

1 ወደ : መዳን : ስጠራችሁ : ወደ : እሳት : መጥራችሁ : ይገርማል : ማለቱ : ነው ።

ቼም : እነሱ : የእሳት : ጓዶች : ናቸው ።

44 ወደ : ፊትም : ለናንተ : የምላችሁን : ምክር : (ቅጣትን : በምታዩ : ጊዜ) : ታስታውሳላችሁ ፤ ነገራንም : ሁሉ : ወደ : አላህ : አስጠጋለሁ ፤ አላህ : ባሮቹን : ተመልካች : ነውና ።

45 ከመከሩዋቸውም : መጥፎዎች : አላህ : ጠበቀው : በፈርዖን : ቤተሰቦችም : ላይ : ክፉ : ቅጣት : ሰፈረባቸው ።

46 እሳት : በጣትና : በማታ : በርሷ : ላይ : ይቀርባሉ ፤ ሰዓቲቱም : በምትኾንበት : ቀን : የፈርዖንን : ቤተሰቦች : ብርቱን : ቅጣት : (ገሀነምን) : አግቡዋቸው : (ይባላል) ።

47 በእሳትም : ውስጥ : የሚከራከሩበትን : ጊዜ : (አስታውስ) : ደካማዎቹም : ለነዚያ : ለኩሩት : እኛ : ለናንተ : ተከታዮች : ነበርንና : እናንተ : (አሁን) : ከእሳት : ከፊሉን : ከኛ : ላይ : ገፍታሪዎች : ናችሁን ? ይላሉ ።

48 እነዚያም : የኩሩት : እኛ : ሁላችንም : በውስጡ : ነን ፤ አላህ : በባሮቹ : መካከል : በእርግጥ : ፈረደ : ይላሉ ።

49 እነዚያም : በእሳት : ውስጥ : ያሉት : ለገሀነም : ዘበኞች : ጌታችሁን : ለምኑልን ፤ ከኛ : ላይ : ከቅጣቱ : አንድን : ቀን : ያቃልልን ፤ ይላሉ ።

50 (ዘበኞቹም) : መልክተኞቻችሁ : በታምራቶች : ይመጡላችሁ : አልነበሩምን ? ይላሉ ፤ (ከሐዲዎቹም) : እንዴታ : መጥተውናል :

እንጅ ፤ (ግን : አስተባባልናቸው) : ይላሉ ፤ እንግዲያውስ : ጸልዩ : የከሐዲዎችም : ጸሎት : በከንቱ : እንጅ : አይደለም : ይሏቸዋል ።

51 እኛ : መልክተኞቻችንን : እነዚያንም : ያመኑትን : በቅርቤቱ : ሕይወት : ምስክሮችም : በሚቆሙበት : ቀን : በእርግጥ : እንረዳለን ።

52 በደለኞችን : ምክንያታቸው : በማይጠቅማቸው : ቀን : (እንረዳለን) ፤ ለነርሱም : ርግማን : አላቸው ፤ ለነርሱም : መጥፎ : አገር : አላቸው ።

53 ሙሳንም : መምሪያን : በእርግጥ : ሰጠነው ፤ የእስራኤልንም : ልጆች : መጽሐፉን : አወረሰናቸው ።

54 ለባለ : አእምሮዎች : መሪና : ገሣጭ : ሲኾን ።

55 (ሙሐመድ : ሆይ !) ታገስም ፤ የአላህ : ተስፋ : እውነት : ነውና ፤ ለሰሕተትህም : ምሕረትን : ለምን ፤ ከቀትር : በኋላም : በማለዳም : ጌታህን : ከማመስገን : ጋር : አጥራው ።

56 እነዚያ : የመጣላቸው : አስረጅ : ሳይኖር : በአላህ : አንቀጾች : የሚከራከሩ : በልቦቻቸው : ውስጥ : እነርሱ : ደራሾቹ : ያልኾኑት : ኩራት : ብቻ : እንጅ : ምንም : የለም ፤ በአላህም : ተጠበቅ ፤ እነሆ : እርሱ : ሰሚው : ተመልካቹ : ነውና ።

57 ሰማያትንና : ምድርን : መፍጠር : ሰዎችን : ከመፍጠር : ይልቅ : ታላቅ : ነው ፤ ግን : አብዛኛዎቹ : ሰዎች : አያውቁም ።

58 ዕውርና : የሚያይ : እነዚያም : አምነው : መልካሞችን : የሠሩና : መጥፎ : ሠሪው : አይተካ ከሉም ፤ በጣም : ጥቂትን : ብቻ : ትገሠጻላችሁ ።

59 ሰዓቲቱ : በእርግጥ : መጪ : ናት፤ በርሷ : ጥርጥር : የለም ፤ ግን : አብዛኞቹ : ሰዎች : አያምኑም ።

60 ጌታችሁም : አለ :— ለምኑኝ ፤ እቀበላችኋለሁና ፤ እነዚያ : እኔን : ከመገዛት : የሚኮሩት : ተዋራጆች : ኾነው : ገሀነምን : በእርግጥ : ይገባሉ ።

61 አላህ : ያ : ለናንተ : ሌሊትን : በውስጡ : ልታርፉበት : (ጨለማ) : ቀንንም : (ልትሠሩበት) : የሚያሳይ : ያደረገላችሁ : ነው ። አላህ : በሰዎች : ላይ : በእርግጥ : የችሮታ : ባለቤት : ነውና ። ግን : አብዛኛዎቹ : ሰዎች : አያመስግኑም ።

62 ይሃችሁ : ጌታችሁ : አላህ : ነው ፤ የነገሩ : ሁሉ : ፈጣሪ : ነው ፤ ከርሱ : ሌላ : አምላክ : የለም ፤ ታዲያ : (ከእምነት) : ወዴት : ትመለሳላችሁ ።

63 እንደዚሁ : እነዚያ : በአላህ : አንቀጾች : ይክዱ : የነበሩት : (ከእምነት) : ይመለሳሉ ።

64 አላህ : ያ : ምድርን : መርጊያ : ሰማይንም : ጣሪያ : ያደረገላችሁ : ነው ፤ የቀረጸችሁም : ቅርጻችሁንም : ያሳመረ : ከጣፋጮችም : ሲሳዩች : የሰጣችሁ : ነው ፤ ይሃችሁ : ጌታችሁ : አላህ : ነው ፤ የዓለማትም : ጌታ : አላህ ፤ ላቀ ።

65 እርሱ : ብቻ : (ሁል ጊዜ) : ሕያው : ነው ፤ ከርሱ : ሌላ :

አምላክ : የለም ፤ ሃይማኖትንም : ለርሱ : ያጠራችሁ : ስትኾኑ : ምስጋና : ለዓለማት : ጌታ : ለአላህ : ይኹን : የምትሉ : ኾናችሁ : ተገዙት ።

66 እኔ : ከጌታዬ : አስረጃዎች : በመጡልኝ : ጊዜ : እነዚያን : ከአላህ : ሌላ : የምትገዛዎቻቸውን : እንዳልግዛ : ተከልክያለሁ ፤ ለዓለማት : ጌታም : እንደግዛ : ታዝዣለሁ : በላችሁ ።

67 እርሱ : ያ : ከዕፈር : ከዚያም : ከፍትወት : ጠብታ : ከዚያም : ከረጋ : ደም : የፈጠራችሁ : ነው ። ከዚያም : ሕጻናት : አድርጎ : ያወጣችኋል ፤ ከዚያም : ጥንካሪያችሁን : ትደርሱ : ዘንድ ፤ ከዚያም : ሽማግሌዎች : ትኾኑ : ዘንድ : (ያቆያችኋል) ፤ ከናንተም : ውስጥ : ከዚህ : በፊት : የሚሞት : አለ ፤ (ይህንንም : ያደረገው : ልትኖሩና) : የተወሰነ : ጊዜንም : ልትደርሱ : ታውቁም : ዘንድ : ነው ።

68 እርሱ : ያ : ሕያው : የሚያደርግ : የሚያሞትም : ነው ፤ አንዳችን : ነገር : በሻም : ጊዜ : ለርሱ : የሚለው : ኹን : ነው ፤ ወዲያውም : ይኾናል ።

69 ወደነዚያ : በአላህ : አንቀጾች : ወደሚከራከሩት : (ከእምነት) : እንዴት : እንደሚመለሱ : አታይምን ?

70 ወደነዚያ : በመጽሐፉ : በዚያም : መልክተኞቻችንን : በርሱ : በላክንበት : ወዳስተባበሉት : (አታይምን?) ወደፊትም : ያውቃሉ ።

71 እንዛገላዎቹና : ሰንሰለቶቹ : በእንገቶቻቸው : ላይ : በተደረጉ : ጊዜ : (በርሷ) : ይጎተታሉ ።

72 በገሀነም : ውስጥ : (ይጎተታሉ)፤ ከዚያም : በእሳት : ውስጥ : ይማገዳሉ ።

73 ከዚያም : ለነርሱ : ይባላሉ :— (በአላህ) : ታጋሩቸው : የነበራችሁት : የታሉ ?

74 ከአላህ : ሌላ : (የምታጋሩዎቻቸው) ፤ ከኛ : ተሰወሩን ፤ ከቶ : ከዚህ : በፊት : ምንንም : የምንግዛ : አልነበርንም : ይላሉ ፤ እንደዚሁ : አላህ : ከሐዲዎችን : ያሳስታል ።

75 ይሃችሁ : (ቅጣት) : ያለ : አግባብ : በምድር : ውስጥ : ትደሰቱ : በነበራችሁትና : ትንበጣረሩ : በነበራችሁት : ነው : (ይባላሉ) ።

76 የገሀነምን : በርሮች : በውስጡ : ዘውታሪዎች : ስትኾኑ : ግቡ : (ይባላሉ) ፤ የትዕቢተኞችም : መኖሪያ : (ገሀነም) : ምን : ትከፋ !

77 ታገሥም : የአላህ : ቀጠሮ : እውነት : ነውና ፤ የዚያንም : የምናስፈራራችውን : ከፊሉን : (በሕይወትህ) : ብናሳይህ : (መልካም : ነው) ፤ ወይም : ብንገድልህ : ወደኛ : ይመለሳሉ ።

78 ካንተ : በፊትም : መልክተኞችን : በእርግጥ : ልከናል ፤ ከነሱ : ባንተ : ላይ : የተረከንልህ : አልለ ፤ ከነሱም : ባንተ : ላይ : ያልተረከነው : አልለ ። ለማንኛውም : መልክተኛ : በአላህ : ፈቃድ : ካልኾነ : ታምርን : ሊያመጣ : አይገባውም ። የአላህም : ትእ

ዛዝ : በመጣ : ጊዜ : በውነት : ይፈረዳል ፤ እዚያ : ዘንድም : አጥፊዎቹ : ይከሰራሉ ።

79 አላህ : ያ : ለናንተ : ግመልን : ከብትንና : ፍየልን : ከርሷ : (ከፊሷን) : ልትጋልቡ : የፈጠረላችሁ : ነው ፤ ከርሷም : ትበላላችሁ ።

80 ለናንተም : በርሷ : ውስጥ : ጥቅሞች : አሏችሁ ፤ በርሷም : ላይ : (ዕቃን : በመጫን) : በልቦቻችሁ : ያሰባችሁትን : ጉዳይ : ትደርሱ : ዘንድ : (ፈጠረላችሁ) ፤ በርሷም : ላይ : በመርከቦችም : ላይ : ትሳፈራላችሁ ።

81 ታምራቱንም : ያሳያችኋል ፤ ታዲያ : ከአላህ : ታምራት : የትኛውን : ትክፋላችሁ ?


82 የነዚያን : ከነሱ : በፊት : የነበሩትን : ሕዝቦች : ፍጻሜ : እንዴት : እንደ : ነበረ : ይመለከቱ : ዘንድ : በምድር : ላይ : አይኼዱምን ? ከነሱ : ይበልጥ : ብዙዎች : በገይልና : በምድር : ላይ : በተወቀቸው : ምልክቶችም : በጣም ብርቱዎች : ነበሩ ። ያም : ይሠሩት : የነበሩት : ከነሱ : ምንም : አልጠቀማቸውም ።

83 መልክተኞቻቸውም : ታምራቶችን : ባመጡላቸው : ጊዜ : እነርሱ : ዘንድ : ባለው : ዕውቀት : ተደሰቱ ፤ በርሱ : ይሳለቁበት : የነበሩት : ቅጣትም : በነርሱ : ላይ : ሰፈረባቸው ።

84 ብርቱ : ቅጣታችንንም : ባዩ : ጊዜ : በአላህ : አንድ : ሲኾን : አምነናል ፤ በርሱም : እናጋራ : በነበርነው : (ጣጥታት) : ክደናል : አሉ ።

85 ብርቱ : ቅጣታችንን : ባዩ : ጊዜ :
 ማመናቸውም : የሚጠቅማቸው :
 አልነበረም ፤ የአላህን : ደንብ :
 ያችን : በባርቹ : ውስጥ : ያለፈች
 ውን : (ተጠንቀቁ) : በዚያ :
 ጊዜም : ከሐዲዎች : ከሰሩ ።

ምዕራፍ : 41 : ሐ : ሚም : አል-ሰጅዳህ ። ክፍል : 24 ።



41ኛ : ሱሪቱ : ሐ : ሚም : አል-ሰጅዳህ ፤ (የሐ : ሚም : ስግደት : ምዕራፍ) ፤ በመካ : የወረደች : ናት ፤ አያትዋ : (አንቀጾችዋ) : 54 : ናቸው ።

በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም :
 ርኅሩህ : በጣም : አዛኝ : በሆነው ።
 1 ሐ. መ. (ሐ : ሚም) ፤
 2 (ይህ : ቁርአን) : እጅግ : በጣም :
 ርኅሩህ : በጣም : አዛኝ : ከሆነው : (አላህ) : የተወረደ : ነው ።
 3 አንቀጾቹ : የተብራሩ : የኾነ :
 መጽሐፍ : ነው ፤ ዐረብኛ : ቁርአን : ሲኾን : ለሚያውቁ : ሕዝቦች : (የተብራሩ) : ነው ።
 4 አብሳሪና : አስፈራሪ : ሲኾን : (ተወረደ) ፤ አብዛኛዎቻቸውም : ተዉት ፤ እነሱም : አይሰሙም ።
 5 አሉም ፡— ልቦቻችን : ከዚያ : ወደርሱ : ከምትጠራን : እምነት : በመሸፈኛዎች : ውስጥ : ናቸው ፤ በጆሮዎቻችንም : ላይ : ድንቁርና : አልለ ፤ በኛና : ባንተም : መካከል : ግርዶሽ : አልለ ፤ (በሃይማኖትህ) : ሥራም ፤ እኛ : ሠሪዎች : ነንና ።
 6 (እንዲህ) : በላቸው ፡— እኔ : መሰላችሁ : ሰው : ብቻ : ነኝ ፤ አምላካችሁ : አንድ : አምላክ ብቻ : ነው ፤ ወደርሱም : ቀጥ :

በሉ ፤ ምሕረትንም : ለምኑት : ማለት : ወደኔ : ይወረድልኛል ። ለአጋሪዎቹም : ወዮላቸው ።
 7 ለነዚያ : ዘካን : ለማይሰጡት : እነሱም : በመጨረሻይቱ : ዓለም : እነሱ : ከሐዲዎች : ለኾኑት : (ወዮላቸው) ።
 8 እነዚያ : ያመኑትና : በኅ : ሥራዎችን : የሠሩት : ለነርሱ : የማይቆረጥ : ምንዳ : አላቸው ።
 9 በላቸው ፡— እናንተ : በዚያ : ምድርን : በሁለት : ቀኖች : ውስጥ : በፈጠረው : አምላክ : በእርግጥ : ትክክላችሁን ? ለርሱም : ባላንጣዎችን : ታደርጋላችሁን ? ያ : (ይህንን : የሠራው) : የዓለማት : ጌታ : ነው ።
 10 በርሷም : ከበላይዋ : የረጉ : ጋራዎችን : አደረገ ፤ በርሷም : በረከትን : አደረገ ፤ በውስጧም : ምግቦችን : (ካለፉት : ሁለት : ቀኖች : ጋር) : በአራት : ቀናት : ውስጥ : ለጠያቂዎች : ትክክል : ሲኾኑ : ወሰነ ።
 11 ከዚያም : ወደ : ሰማይ : እርሷ : ጭሰ : ኾና : ሳለች : አሰባ ፤ ለር

ሷም : ለምድርም : ወዳችሁም : ኾነ : ወይም : ጠልታችሁ : ኑ ፤ አላቸው ። ታዛዦች : ኾነን : መጣን : አሉ ።
 12 በሁለት : ቀኖችም : ውስጥ : ሰባት : ሰማያት : አደረጋቸው ፤ በሰማይቱም : ሁሉ : ነገሯን : አዘጋጀ ፤ ቅርቢቱንም : ሰማይ : በመብራቶች : አጌጥን ፤ (ከሰይጣናት) : መጠበቅንም : ጠበቅናት ፤ ይህ : የአሸናፊው : የዐዋቂው : (ጌታ) : ውሳኔ : ነው ።
 13 (ከእምነት) : እንቢ : ቢሉም : እንደ : ዓድና : ሠሙድ : መቅሠፍት : ብጤ : የኾነን : መቅሠፍት : አስጠነቅቃችኋለሁ ። በላቸው ።
 14 መልክተኞቹ : አላህን : እንጅ : ሌላን : አትገዙ : በማለት : ከስተፊታቸውም : ከስተኋላቸውም : በመጡባቸው : ጊዜ : ጌታችን : በሻ : ኖሮ : መላእክትን : ባወረደ : ነበር ፤ ስለዚህ : እኛ : በዚያ : በርሱ : በተላካችሁበት : ከሐዲዎች : ነን : አሉ ።
 15 ዓድም : በምድር : ላይ : ያለ : አግባብ : ኮሩ ፤ ከኛ : ይበልጥ : በጎይል : ብርቱ : ማን : ነው ? አሉም ፤ ያ : የፈጠራቸው : አላህ : እርሱ : በጎይል : ከነርሱ : ይበልጥ : የበረታ : መኾኑን : አያዩምን ? በታምራታችንም : ይክዱ : ነበሩ ።
 16 በቅርቢቱ : ሕይወት : የውርደትን : ቅጣት : ልናቀምሳቸውም : በነሱ ላይ : የሚንሻሻን : ብርቱ : ነፋስ : መናጢዎች : በኾኑ : ቀናት : ውስጥ : ላክንባቸው ፤

የመጨረሻይቱም : (ዓለም) : ስቃይ : በጣም : አዋራጅ : ነው ፤ እነርሱም : አይረዱም ።
 17 ሠሙዶችማ : መራናቸው ፡ ፅውርነትንም : በቅንነት : ላይ : መረጡ ፤ ይሠሩትም : በነበሩት : ኃጢአት : አሳናሽ : የኾነችው : የመብረቅ : ቅጣት : ያዘቻቸው ።
 18 እነዚያንም : ያመኑትንና : ይጠነቀቁ : የነበሩትን : አዳንናቸው ።
 19 የአላህም : ጠላቶች : ወደ : እሳት : የሚሰበሰቡበትን : ቀን : (አስታውስ) ፤ እነሱም : የሚከመከሙ : ኾነው : ይነዳሉ ።
 20 በመጣትም : ጊዜ : ጆሮዎቻቸው : ዓይኖቻቸውና : ቆዳዎቻቸውም : ይሠሩት : በነበሩት : ነገር : በነርሱ : ላይ : ይመሰክሩባቸዋል ።
 21 ለቆዳዎቻቸውም : በኛ : ላይ : ለምን : መስከራችሁብን : ይላሉ ፤ ያ : አንዳቹን : ነገር : ሁሉ : ያናገረው : አላህ : አናገረን ፤ እርሱም : በመጀመሪያ : ጊዜ : ፈጠራችሁ ፤ ወደርሱም : ትመለሳላችሁ ፤ ይሏቸዋል ።
 22 ጆሮዎቻችሁ : ዓይኖቻችሁ : ቆዳዎቻችሁም : በናንተ : ላይ : ከመመስከራቸው : የምትደበቁ : አልነበራችሁም ፤ ግን : አላህ : ከምትሠሩት : ብዙውን : አያውቅም : ብላችሁ : ጠረጠራችሁ ።
 23 ይሃችሁም : ያ : በጌታችሁ : የጠረጠራችሁት : ጥርጣሪዎችሁ : አጠፋችሁ : ከከሳሪዎቹም : ኾናችሁ : (ይባላሉ) ።
 24 ቢታገሡም : እሳት : ለነርሱ : መኖሪያቸው : ናት ፤ ወደሚወዱት : መመለስንም : ቢጠይቁ :

እነሱ : ተቀባይ : የሚያገኙ : አይ
 ደሉም ።

25 ለነርሱም : ቁራኛዎችን : አዘጋ
 ጀንገላቸው ፤ በፊታቸው : ያለው
 ንፍ : በኋላቸው : ያለውንም :
 ሁሉ : ለነርሱ : ሸለሙላቸው ፤
 ከጋኔንና : ከሰውም : ከነሱ :
 በፊት : በእርግጥ : ካለፉት : ሕዝ
 ቦች : ጋር : ሽነው : ቃሉ : በነ
 ርሱ : ላይ : ተረጋገጠባቸው ፤
 እነርሱ : በእርግጥ : ከሳሪዎች :
 ነበሩና ።

26 እነዚያም : የካዱት : ይህንን :
 ቁርአን : አታዳምጡ ፤ ታሸን
 ፉም : ዘንድ : (ሲነበብ) : በርሱ :
 ውስጥ : ተገጭጩ : አሉ ።

27 እነዚያንም : የካዱትን : ብርቱን :
 ቅጣት : እናቀምሳቸዋለን ፤ የዚ
 ያንም : ይሠሩት : የነበሩትን :
 መጥፎውን : (ፍዳ) : በእርግጥ :
 እንመነዳቸዋለን ።

28 ይህ : የአላህ : ጠላቶች : ፍዳ :
 ነው ፤ እሳት : በውስጡ : ለነርሱ :
 የዘላለም : መኖሪያ : አገር : አላ
 ቸው ፤ በአንቀጾቻችን : ይክዱ :
 በነበሩት : ምንዳን : (ይመነዳሉ) ።

29 እነዚያም : የካዱት : (በእሳት :
 ውስጥ : ሽነው) : ጌታችን : ሆይ !
 እነዚያን : ከጋኔንና : ከሰው : ያሳ
 ሳቱንን : አሳየን ፤ ከታችኞቹ :
 ይኾኑ : ዘንድ : ከሚግደዎቻችን :
 ሥር : እናደርጋቸዋለንና : ይላሉ ።

30 እነዚያ : ጌታችን : አላህ : ነው :
 ያሉ : ከዚያም : ቀጥ : ያሉ : አት
 ፍሩ ፤ አትዘነም ፤ በዚያችም :
 ተበፋ : ቃል : ትደረግላችሁ :
 በነበራችሁት : ገነት : ተበሰሩ ፤
 በማለት : በነሱ : ላይ : መላእክት :
 ይወርዳሉ ።

31 እኛ : በቅርቢቱም : ሕይወት :
 በመጨረሻይቱም : ረዳቶቻችሁ :
 ነን ! ለናንተም : በርሷ : ውስጥ :
 ነፍሶቻችሁ : የሚሹት : ሁሉ :
 አልላችሁ ፤ ለናንተም : በርሷ :
 ውስጥ : የምትፈልጉት : ሁሉ :
 አልላችሁ ፤

32 መሐሪ : አዛኝ : ከሽነው : አላህ :
 መስተንግዶ : ሲሾን ፤ (ይባላሉ) ።

33 ወደ : አላህ : ከጠራና : መልካ
 ምንም : ከሠራ : እኔ : ከመ-ሰሊሞ
 ች : ነኝ : ካለም : ሰው : ይበልጥ :
 ቃሉ : ያማረ : ማን : ነው ?

34 መልካሚቱና : ከፉይቱም : (ጠ
 ባይ) : አይተካከሉም ፤ በዚያች :
 እርሷ : መልካም : በሾነችው :
 ጠባይ : (መጥፎይቱን) : ገፍትር ፤
 ያን : ጊዜ : ያ : ባንተና : በርሱ :
 መካከል : ጠብ : ያለው : ሰው : እ
 ርሱ : ልክ : እንደ : አዛኝ : ዘመድ :
 ይኾናል ።

35 (ይህችንም : ጠባይ) : እነዚያ :
 የታገሡት : እንጅ : ሌላው : አያ
 ገኛትም ፤ የትልቅም : ዕድል :
 ባለቤት : እንጅ : ማንም : አይገጠ
 ማትም ።

36 ከሰይጣንም : ጉትጉታ : ቢያገ
 ኝህ : (ከመልካም : ጠባይም :
 ቢመልስህ) : በአላህ : ተጠበቅ ፤
 እነሆ : እርሱ : ሰሚው : ዐዋቂው :
 ነውና ።

37 ሌሊትና : ቀንም : ፀሐይና : ጨረ
 ቃም : ከምልክቶቹ : ገኛው ፤
 ለፀሐይና : ለጨረቃ : አትሰገዱ ፤
 ለዚያም : ለፈጠራቸው : አላህ :
 ሰገዱ ፤ እርሱን : ብቻ : የምት
 ግዝቱ : እንደ : ሾናችሁ : (ለሌላ :
 አትሰገዱ) ።

38 ቢኮሩም : እነዚያ : በጌታህ :
 ዘንድ : ያሉት : (መላእክት) :
 በቀንም : በሌሊትም : ለርሱ :
 ያወድሳሉ ፤ እነርሱም : አይሰ
 ለቸም ።

39 አንተ : ምድርን : ደረቅ : ሾና :
 ማየትህም : ከምልክቶቹ : ነው ፤
 በርሷም : ላይ : ውሃን : ባወረድን :
 ጊዜ : (በቡቃያዎችዋ) : ትላው
 ሳለች ፤ ትነፋለችም ፤ ያ : ሕያው :
 ያደረጋት : ጌታ : በእርግጥ :
 ሙታንን : ሕያው : አድራጊ :
 ነው ፤ እርሱ : በነገሩ : ሁሉ : ላይ :
 ቻይ : ነውና ።

40 እነዚያ : አንቀጾቻችንን : የሚያ
 ጣምሙ : በኛ : ላይ : አይደበ
 ቁም ፤ (የሚያጣምምና) : በእ
 ሳት : ውስጥ : የሚጣለው : ሰው :
 ይበልጣልን ? ወይስ : በትንሣኤ :
 ቀን : ጸጥተኛ : ሾና : የሚመ
 ጣው : ሰው ? የሻችሁትን : ሥሩ ፤
 (ዋጋችሁን : ታገኛላችሁ) ፤ እርሱ :
 የምትሠሩትን : ሁሉ : ተመል
 ካች : ነውና ።

41 እነዚያ : በቁርአን : እርሱ : አሸ
 ናፊ : መጽሐፍ : ሲሾን : በመጣ
 ላቸው : ጊዜ : የካዱት : (ጠፊ
 ዎች : ናቸው) ።

42 ከኋላውም : ከፊቱም : ውሸት : አይ
 መጣበትም ፤ ጥበበኛ : ምስጉን :
 ከሽነው : ጌታ : የተወረደ : ነው ።

43 ካንተ : በፊት : ለነበሩት : መልክ
 ተኞች : የተባለው : ብጤ : እንጅ :
 ለአንተ : ሌላ : አይባልም ፤ ጌታህ :
 የምሕረት : ባለቤትና : የአሳ
 ማሚ : ቅጣት : ባለቤት : ነው ።

44 በአዕጃምኛ : የሾነ : ቁርአን :
 ባደረግነው : ኖሮ : አንቀጾቹ :
 (በምናውቀው : ቋንቋ) : አይብ

ራሩም : ኖሯልን ? (ቁርአን) :
 አዕጃምኛና : (መልክተኛው) :
 ዐረባዊ : ይኾናልን ? ባሉ : ነበር ፤
 እርሱ : ለነዚያ : ለአመኑት :
 መምሪያና : መፈወሻ : ነው ።
 እነዚያም : የማያምኑት : በጀሮዎ
 ቻቸው : ውስጥ : ድንቁርና :
 ነው ፤ (አይሰሙትም) : እርሱም :
 በነርሱ : ላይ : ዕውርነት : ነው ፤
 እነዚያ : ከሩቅ : ስፍራ : እንደሚ
 ጥጠሩ : ናቸው ።

45 ሙሳንም : መጽሐፉን : በእርግጥ :
 ሰጠነው ፤ በርሱም : ተለያየበት ፤
 ከጌታህም : ያለፈች : ቃል : ባል
 ነበረች : ኖሮ : በመካከላቸው :
 በተፈረደ : ነበር ፤ እነርሱም :
 ከርሱ : አወላዋይ : በሾነ : ጥር
 ጣሬ : ውስጥ : ናቸው ።

46 መልካም : የሠራ : ሰው : ለነፍሱ :
 ነው ፤ ያጠፋም : ሰው : በርሷ :
 ላይ : ነው ፤ ጌታህም : ለባሮቹ :
 በዳይ : አይደለም ።

★ ★ ★

47 ጊዜይቱን : ማወቅ : ወደርሱ :
 ይመለሳል : (1) ከፍሬዎችም :
 ከሸፋኖቻቸው : አይወጡም ፤
 ከሴትም : አንዲትም : አታረግ
 ዝም : አትወልድምም ፤ በዕው
 ቀቱ : ቢሾን : እንጅ ፤ ተጋሪዎቹ :
 የት : ናቸው ፤ በማለት : በሚጠ
 ራቸው : ቀንም : ከኛ : ውስጥ :
 (ባላንጣ : አልለ : ብሎ) : ምንም :
 መስካሪ : አለመኖሩን : አስታው
 ቅንህ : ይላሉ ።

48 ያም : በፊት : ይግዝቱት : የነበ
 ሩት : (ጣዖት) : ከነርሱ : ይጠፋ

1 የትንሣኤን : ጊዜ : መምጫ : ያለርሱ : የሚያውቅ : የለም ።

ቸዋል ፤ ለነሱም ፡ ምንም ፡ መሸሻ ፡
 የሌላቸው ፡ መኾኑን ፡ ያረጋግጣሉ ።

49 ሰው ፡ በኃ ፡ ነገርን ፡ ከመለመን ፡
 አይሰለጥም ፤ ክፉም ፡ ቢያገኘው ፡
 ወዲያውኑ ፡ በጣም ፡ ተሰፋ ፡
 ቆራጭ ፡ ተበላጭ ፡ ይኾናል ።

50 ካገኘችውም ፡ መከራ ፡ በኋላ ፡
 ከኛ ፡ የኾነን ፡ እዝነት ፡ ብናቀም
 ሰው ፡ ይህ ፡ ለኔ ፡ (በሥራዬ ፡
 የተገባኝ) ፡ ነው ፤ ሰዓቲቱም ፡
 መጪ ፡ ናት ፡ ብዬ ፡ አላሰብም ፤
 ወደ ፡ ጌታየም ፡ ብመለስ ፡ ለኔ ፡
 እርሱ ፡ ዘንድ ፡ መልካሚቱ ፡
 (ገነት) ፡ በእርግጥ ፡ አለችኝ ፡
 ይላል ፤ እነዚያንም ፡ የካዱትን ፡
 ሥራዎቻቸውን ፡ በእርግጥ ፡ እንነግራቸዋለን ፤
 ከብርቱውም ፡ ስቃይ በእርግጥ ፡
 እናቀምሳቸዋለን ።

51 በሰውም ፡ ላይ ፡ ጸጋችንን ፡ በለገሰን ፡
 ጊዜ ፡ (ከማመሰገን) ፡ ይዞራል ፤
 በጉኑም ፡ ይርቃል ፤ መከ

ራም ፡ ባገኘው ፡ ጊዜ ፡ የብዙ ፡
 ልመና ፡ ባለቤት ፡ ይኾናል ።


52 በላቸው ፡— ንገሩኝ ፡ (ቁርአን) ፡
 ከአላህ ፡ ዘንድ ፡ ቢኾን ፡ ከዚያም ፡
 በርሱ ፡ ብትክዱ ፡ (ከውነት) ፡
 በራቀ ፡ ጭቅጭቅ ፡ ላይ ፡ ከኾነ ፡
 ሰው ፡ ይበልጥ ፡ የተሳሳተ ፡ ማን ፡
 ነው ።

53 እርሱም ፡ (ቁርአን) ፡ እውነት ፡
 መኾኑ ፡ ለነርሱ ፡ እስከሚገለጽላቸው ፡
 ድረስ ፡ በአጽናፎቹ ፡ (1) ውስጥ ፡
 ያሉትን ፡ ታምራቶቻችንን ፡ ውስጥ ፡
 በእርግጥ ፡ እናሳያቸዋለን ፤ ጌታህም ፡
 እርሱ ፡ በነገሩ ፡ ሁሉ ፡ ላይ ፡ ዐዋቂ ፡
 መኾኑ ፡ አይበቃቸውምን ?

54 ንቁ ፡ እነርሱ ፡ ከጌታቸው ፡ መገናኘት ፡
 በመጠራጠር ፡ ውስጥ ፡ ናቸው ፤ ንቁ ፡
 እርሱ ፡ በነገሩ ፡ ሁሉ ፡ (ዕውቀቱ) ፡ ከባቢ ፡
 ነው ።

1 በምድርና ፡ በሰማያት ፡ ቀበሌዎች ።

ምዕራፍ : 42 : አል-ቸራ ። ክፍል : 25 ።



በአላህ ፡ ስም ፡ እጅግ ፡ በጣም ፡ 3
 ርገሩህ ፡ በጣም ፡ አዛኝ ፡ በሆነው።

1 ሐ. መ. (ሐ ፡ ሚም) ።

2 ዐ. ሰ. ቀ. (ዓይን ፡ ሲን ፡ ቃፍ) ፤ (1)

1 በውቀቱ ፡ በልቅናዬ ፡ በችሎታዬ ፡ እምላለሁ ። በኔ ፡ ያመነ ፡ አይቀጣም ።

እንደዚሁ ፡ (በዚች ፡ ሱራ ፡ ውስጥ እንዳለው) ፡
 አሸናፊው ፡ ጥበብኛው ፡ አላህ ፡
 ወዳንተ ፡ ያወርዳል ፤ ወደነዚያም ፡
 ከአንተ ፡ በፊት ፡ ወደ ፡ ነበሩት ፡ ሕዝቦች ፡
 (አውርዷል) ።

4 በሰማያትና ፡ በምድር ፡ ያለው ፡
 ሁሉ ፡ የርሱ ፡ ነው ፤ እርሱም ፡ የበላዩ ፡
 ታላቁ ፡ ነው ።

5 (ከአላህ ፡ ፍራቻ) ፡ ሰማያት ፡ ከበላያቸው ፡
 ሊቀደዱ ፡ ይቀርባሉ ፤ መላእክትም ፡
 ጌታቸውን ፡ እያመሰገኑ ፡ ያወድሳሉ ፤
 በምድርም ፡ ላለው ፡ ፍጡር ፡ ምሕረትን ፡
 ይለምናሉ ፤ ንቁ ፡ አላህ ፡ እርሱ ፡ መሐሪው ፡
 አዛኙ ፡ ነው ።

6 እነዚያም ፡ ከርሱ ፡ ሌላ ፡ (የጣዎታት) ፡
 ረዳቶችን ፡ የያዙ ፡ አላህ ፡ በነርሱ ፡ ላይ ፡
 ተጠባባቂ ፡ ነው ፤ አንተም ፡ በነርሱ ፡ ላይ ፡
 ገላፊ ፡ አይደለህም ።

7 እንደዚሁም ፡ የከተሞች ፡ እናት ፡ የኾነችውን ፡
 (የመካን ፡ ሰዎች) ፡ በአካባቢዋ ፡ ያሉትንም ፡
 ልታስፈራራ ፡ የመሰብሰቢያውንም ፡ ቀን ፡ በርሱ ፡
 ጥርጣሬ ፡ የሌለበት ፡ ሲኾን ፡ ልታስጠነቅቅ ፡
 ዐረብኛ ፡ የኾነን ፡ ቁርአን ፡ ወደ አንተ ፡ አወረድን ፤
 (ከነሱም) ፡ ከፊሉ ፡ በገነት ፡ ውስጥ ፡ ከፊሉም ፡
 በእሳት ፡ ውስጥ ፡ ነው ።

8 አላህም ፡ በሻ ፡ ኖሮ ፡ (ባንድ ፡ ሃይማኖት ፡ ላይ) ፡
 አንድ ፡ ሕዝብ ፡ ባደረጋቸው ፡ ነበር ። ግን ፡ የሚሻውን ፡
 ሰው ፡ በእዝነቱ ፡ ውስጥ ፡ ያስገባል ፤ በዳዮችም ፡
 ለነርሱ ፡ ወዳጅና ፡ ረዳት ፡ ምንም ፡ የላቸውም ።

9 ከርሱ ፡ ሌላ ፡ ረዳቶችን ፡ ያዙን ? (ረዳቶች ፡
 አይደሉም) ፡ አላህም ፡ ረዳት ፡ እርሱ ፡ ብቻ ፡
 ነው ። እርሱም ፡ ሙታንን ፡ ሕያው ፡ ያደርጋል ፤
 እርሱም ፡ በነገሩ ፡ ሁሉ ፡ ላይ ፡ ቻይ ፡ ነው ።

10 ከምንም ፡ ነገር ፡ ያ ፡ በርሱ ፡ የተለያዩበት ፡
 ፍርዱ ፡ ወደ አላህ ፡ ነው ፤ ይሃችሁ ፡ አላህ ፡
 ጌታዬ ፡ ነው ፤ በርሱ ፡ ላይ ፡ ተጠጋሁ ፤ ወደርሱም ፡
 እመለሳለሁ ፤ (በላቸው) ።

11 ሰማያትንና ፡ ምድርን ፡ ፈጣሪ ፡ ነው ፤
 ከነፍሶቻችሁ ፡ (1) ሴቶችን ፡ ከቤት ፡
 እንሰላምታችሁ ፡ ዓይነቶችን ፡ (ወንዶችና ፡ ሴቶችን) ፡
 ለናንተ ፡ አደረገላችሁ ፤ በርሱ ፡ (2) ያበዛችኋል ፤
 የሚመስለው ፡ ምንም ፡ ነገር ፡ የለም ፤ እርሱም ፡
 ሰሚው ፡ ተመልካቹ ፡ ነው ።

12 የሰማያትና ፡ የምድር ፡ (ድልቦች) ፡ መከፈቻዎች ፡
 የርሱ ፡ ናቸው ። ሲሳይን ፡ ለሚሻው ፡ ሰው ፡ ያሰፋል ፤
 ያጠባልም ፤ እርሱ ፡ ነገሩን ፡ ሁሉ ፡ ዐዋቂ ፡ ነውና ።

13 ለናንተ ፡ ከሃይማኖት ፡ ያንን ፡ በርሱ ፡ ኑሕን ፡
 ያዘዘበትን ፡ ደነገላችሁ ፤ ያንንም ፡ ወዳንተ ፡ ያወረድነውን ፡
 ያንንም ፡ በርሱ ፡ ኢብራሂምን ፡ ሙሳንና ፡ ዒሳንም ፡
 ያዘዘንበትን ፡ ሃይማኖትን ፡ በትክክል ፡ አቋቁሙ ፡
 በርሱም ፡ አትለያዩ ፡ ማለትን ፡ (ደነገግን) ፤ በአጋሪዎቹ ፡
 ላይ ፡ ያ ፡ ወደርሱ ፡ የምትጠራቸው ፡ ነገር ፡ ከበዳቸው ፤
 አላህ ፡ የሚሻውን ፡ ሰው ፡ ወደርሱ ፡ (እምነት) ፡ ይመርጣል ፤
 የሚመለስንም ፡ ሰው ፡ ወደርሱ ፡ ይመራል ።

14 (የሃይማኖት ፡ ሰዎች) ፡ ዕውቀቱም ፡ ከመጣላቸው ፡
 በኋላ ፡ በመ

1 ከጉሶቻችሁ ።
 2 በማድረጉ ።

ካከላቸው : ለምቀኝነት : እንጅ : ለሌላ : አልተለያዩም ፤ እስከ : ተወሰነም : ጊዜ : (በማቆየት) : ከጌታህ : ያለፈች : ቃል : ባልነበረች : ኖሮ : በነሱ : መካከል : (አሁን) : በተፈረደ : ነበር ። እነዚያም : ከኋላቸው : መጽሐፉን : እንዲወርሱ : የተደረጉት : ክርሱ : በእርግጥ : በአወላዋይ : ጥርጣራ : ውስጥ : ናቸው ።

15 ለዚህም : (ድንጋጌ : ሰዎችን) : ጥራ ፤ እንደታዘዘውም : ቀጥ : በል ፤ ዝንባሌዎቻቸውንም : አትከተል ፤ በላቸውም :— ከመጽሐፍ : አላህ : ባወረደው : ሁሉ : አመንኩ ፤ በመካከላችሁም : ላስተካከል : ታዘዘኩ ፤ አላህ : ጌታችን : ጌታችሁም : ነው ፤ ለኛ : ሥራዎቻችን : አልሉን ፤ ለናንተም : ሥራዎቻችሁ : አልሏችሁ ፤ በኛና : በናንተ : መካከል : ክርክር : የለም ፤ አላህ : በመካከላችን : ይሰበሰባል ። መመለሻም : ወደርሱ : ብቻ : ነው ።

16 እነዚያም : በአላህ : (ሃይማኖት) : ለርሱ : ተቀባይ : ካገኘ : በኋላ : የሚከራከሩት : ማስረጃቸው : በጌታቸው : ዘንድ : ብልሹ : ናት ። በነርሱም : ላይ : ቁጣ : አለባቸው : ለነርሱም : ብርቱ : ቅጣት : አልላቸው ።

17 አላህ : ያ : መጽሐፉን : በእውነት : ያወረደ : ነው ፤ ሚዛንንም : (እንደዚህ) ፤ ሰዓቲቱ : ምናልባት : ቅርብ : መኾንንም : ምን : ያሳውቅሃል ?

18 እነዚያ : በርሷ : የማያምኑት : በርሷ : ያቻኩላሉ ፤ እነዚያም : ያመኑት : ክርሷ : ፈሪዎች : ናቸው

ው ፤ እርሷም : እውነት : መኾንን ሞን : ያውቃሉ ፤ ንቁ : እነዚያ : በሰዓቲቱ : የሚከራከሩት : በእርግጥ : (ከውነት) : በራቀ : ስሕተት : ውስጥ : ናቸው ።

19 አላህ : በባሮቹ : ርኅሩህ : ነው ፤ ለሚሻው : ሰው : (በሰፊው) : ሲሳይን : ይሰጣል ፤ እርሱም : ብርቱው : አሸናፊው : ነው ።

20 (በሥራው) : የኋለኛይቱን : ዓለም አዝመራ : የሚፈልግ : የኾነ : ሰው : ለርሱ : በአዝመራው : ላይ : እንጨምርለታለን ፤ የቅርቡንም : ዓለም : አዝመራ : የሚፈልግ : የኾነ : ሰው : ክርሷ : (የተወሰነለትን : ብቻ) : እንሰጠዋለን ፤ ለርሱም : በኋለኛይቱ : ዓለም : ምንም : ፋንታ : የለውም ።

21 ከሃይማኖት : አላህ : በርሱ : ያልፈቀደውን : ለነርሱ : የደነገጉ : ተጋሪዎች : ለነርሱ : አልሏቸውን ? የፍርድ : ቃል : ባልነበረ : ኖሮ : በመካከላቸው : (አሁን) : በተፈረደ : ነበር ፤ በደለኞችም : ለነርሱ : አሳማሚ : ቅጣት : በእርግጥ : አልላቸው ።

22 በደለኞችን : ከሠሩት : ሥራ : (ዋጋ : በትንሣኤ : ቀን) : ፈሪዎች : ኾነው : ታያቸዋለሁ ፤ እርሱም : በነርሱ : ላይ : ወዳቂ : ነው ። እነዚያም : ያመኑት : መልካሞችንም : የሠሩት : በገነቶች : ጨፌዎች : ውስጥ : ናቸው ። ለነርሱ : በጌታቸው : ዘንድ : የሚሹት : ሁሉ : አልላቸው ፤ ይህ : እርሱ : ታላቅ : ችሮታ : ነው ።

23 ይህ : (ታላቅ : ችሮታ) : ያ : አላህ : እነዚያን : ያመኑትንና :

መልካሞችን : የሠሩትን : ባሮቹን : የሚያበስርበት : ነው ፤ በርሱ : (መልክቱን : በማድረሱ) : ላይ : በዝምድና : (1) ውዴታን : እንጅ : ዋጋን : አልጠይቃችሁም : በላቸው ፤ መልካሚቱንም : ሥራ : የሚሠራ : ሰው : ለርሱ : በርሷ : መልካምን : ነገር : እንጨምርለታለን ፤ አላህ : መሐሪ : አመስጋኝ : ነውና ።

24 ይልቁንም : በአላህ : ላይ : ውሸትን : ቀጠፈ : ይላሉን ? አላህም : ቢሻ : በልብህ : ላይ : ያትማል ፤ (2) አላህም : ውሸቱን : ያብብሳል ፤ እውነቱንም : በቃላቱ : ያረጋግጣል : እርሱ : በልቦች : ውስጥ : ያለን : ሁሉ : ዐዋቂ : ነውና ።

25 እርሱም : ያ : ከባሮቹ : ንስሐን : የሚቀበል : ከኃጢአቶችም : ይቅር : የሚል : የምትሠሩትንም : ሁሉ : የሚያውቅ : ነው ።

26 እነዚያንም : ያመኑትንና : መልካሞችን : የሠሩትን : ልመናቸውን : ይቀበላል ፤ ከችሮታውም : ይጨምርላቸዋል ፤ ከሐዲዎቹም : ለነሱ ብርቱ : ቅጣት : አላቸው ።

27 አላህም : ለባሮቹ : (ሁሉ) : ሲሳይን : በዘረጋ : ኖሮ : በምድር : ውስጥ : (ሁሉም) : ወሰን : ባለፉ : ነበር ፤ ግን : የሚሻውን : በልክ : ያወርዳል ፤ እርሱ : በባሮቹ : ውስጥ : ዐዋቂ : ተመልካች : ነውና ።

28 እርሱም : ያ : ተስፋ : ከቆረጡ : በኋላ : ዝናምን : የሚያወርድ :

ችሮታውንም : የሚዘረጋ : ነው ፤ እርሱም : ረዳቱ : ምስጋኑ : ነው ።

29 ሰማያትንና : ምድርንም : መፍጠሩ : ከተንቀሳቃሽም : በሁለቱ : ውስጥ : የበተነውን : (መፍጠሩ) : ከአስደናቂ : ምልክቶቹ : ነው ። እርሱም : በሚሻ : ጊዜ : እነርሱን : በመሰብሰብ : ላይ : ቻይ : ነው ።

30 ከመከራም : ማንኛውም : ያገኛችሁ : ነገር : እጆቻችሁ : በሠሩት : (ኃጢአት) : ምክንያት : ነው ፤ ከብዙውም : ይቅር : ይላል ።

31 እናንተም : በምድር : ውስጥ : አስሳኞች : አይደላችሁም ፤ ለናንተም : ከአላህ : ሌላ : ከዘመድም : ከረዳትም : ምንም : የላችሁም ።

32 በባሕር : ላይ : እንደ : ጋራዎች : ኾነው : ተንሻላዎቹም : (መርከቦች) : ከአስደናቂ : ምልክቶቹ : ናቸው ።

33 ቢሻ : ነፋሱን : የረጋ : ያደርገዋል ፤ በባሕሩም : ጀርባ : ላይ : ረጊዎች : ይኾናሉ ፤ በዚህ : ውስጥ : በጣም : ታጋሽና : አመስጋኝ : ለኾነ : ሁሉ : በእርግጥ : ምልክቶች : አልሉ ።

34 ወይም : በሠሩት : ኃጢአት : ምክንያት : (በማስጠም) : ያጠፋችዋል ፤ ከብዙም : ይቅርታ : ያደርጋል ።

35 (ከነሱ : ለመበቀል) ፤ እነዚያንም : በአንቀጾቻችን : የሚከራከሩትን : ለማወቅ : (ያጠፋችዋል) ፤ ለነርሱ : ምንም : መሸሻ : የላቸውም ።

1 በመካከላችን : ባለው : ዝምድና : መዋደን ።
2 ልብህን : በትእግሥት : ያበረታል ።

36 ከምንም : ነገር : የተሰጣችሁት : የቅርብቱ : ሕይወት : መጠቀሚያ : ነው ፤ አላህ : ዘንድ : ያለውም : ምንዳ : ለነዚያ : ለአመኑትና : በጌታቸው : ላይ : ለሚጠጉት : በላጭና : ሁል : ጊዜ : ነዋሪ : ነው ።

37 ለነዚያም : የጎጧአትን : ታላላቆችና : ጠያፎችን : የሚርቁ : በተቆጠሩም : ጊዜ : እነሱ : የሚምሩ : ለኾኑት ።

38 ለነዚያም : የጌታቸውን : ጥሪ : ለተቀበሉት : ሦላትንም : ላዘወተሩት : ነገራቸውም : በመካከላቸው : መመካከር : ለኾነው : ከሰጠናቸውም : ሲሳይ : ለሚለግሱት ።

39 ለነዚያም : በደል : በደረሰባቸው : ጊዜ : እነሱ : (በመሰሉ) : የሚመልሱ : ለኾኑት : (በላጭና : ኗሪ : ነው) ።

40 የመጥፎም : ነገር : ዋጋ : ብጤዋ : መጥፎ : ናት ፤ ይቅርም : ያለና : ያሳመረ : ሰው : ምንዳው : በአላህ : ላይ : ነው ። እርሱ : በደለኞችን : አይወድም ።

41 ከተበደሉም : በኋላ : (በመሰሉ) : የተበቀሉ : እነዚያ : በነርሱ : ላይ : ምንም : (የወቀሳ) : መንገድ : የለባቸውም ።

42 (የወቀሳ) : መንገዱ : በነዚያ : ሰዎችን : በሚበድሉት : በምድርም : ውስጥ : ያለ : ሕግ : ወሰን : በሚያልፉት : ላይ : ብቻ : ነው ፤ እነዚያ : ለነሱ : አሳማሚ : ቅጣት : አልላቸው ።

43 የታገሠና : ምሕረት : ያደረገም : ሰው : ይህ : ከምርጫቹ : (ከተፈላጊዎቹ) : ነገሮች : ነው ።

44 አላህ : የሚያጠመውም : ሰው : ከርሱ : በኋላ : ለርሱ : ምንም : ረዳት : የለውም ፤ በደለኞችንም : ቅጣቱን : ባዩ : ጊዜ : ወደ : መመለስ : መንገድ : አልለን ? የሚሉ : ሲኾኑ : ታያቸዋለህ ።

45 ከውርደት : የተነሳ : ፈሪዎች : ኾነው : በዓይን : ሥርቆት : ወደርሷ : (ወደ : እሳት) : እያስተዋሉ : በርሷ : ላይ : የሚቀረቡ : ሲኾኑ : ታያቸዋለህ ፤ እነዚያም : ያመኑት ፡— በእርግጥ : ከሳሪዎቹ : እነዚያ : ነፍሶቻቸውንና : ቤተሰቦቻቸውን : በትንሣኤ : ቀን : ያከሰሩት : ናቸው : ይላሉ ።

46 ንቁ : በደለኞች : በእርግጥ : በዘውታሪ : ስቃይ : ውስጥ : ናቸው ። ለነሱም : ከአላህ : ሌላ : የሚረዷቸው : ዘመዶች : ምንም : አልነበሩባቸውም ፤ አላህም : የሚያጠመው : ሰው : ለርሱ : (ወደ : እውነት) : ምንም : መንገድ : የለውም ።

47 ለርሱ : መመለስ : የሌለው : ቀን : ከአላህ : ከመምጣቱ : በፊት : ለጌታችሁ : ታዘዙ ፤ በዚያ : ቀን : ለናንተ : ምንም : መጠጊያ : የላችሁም ፤ ለናንተም : ምንም : መካድ : የላችሁም ።

48 ቢዘሩም : (ወቀሳ : የለብህም) ፤ በነሱ : ላይ : ጠባቂ : አድርገን : አልላክንህምና ፤ ባንተ : ላይ : ማድረስ : እንጅ : ሌላ : የለብህም ፤ እኛም : ሰውን : ከኛ : የኾነን : ጸጋ : ባቀመስነው : ጊዜ : በርሷ : ይደሰታል ፤ እጆቻቸው : ባስቀደሙትም : ጎጧአት : ምክንያት : መከራ : ብትደርስባቸው :

(ተስፋ : ይቆርጣሉ) ፤ ሰው : (ውለታን) : በጣም : ከሐዲ : ነውና ።

49 የሰማያትና : የምድር : ንግሥና : የአላህ : ነው ፤ የሚሻውን : ይፈጥራል ፤ ለሚሻው : ሰው : ሴቶችን : (ልጆች) : ይሰጣል ፤ ለሚሻውም : ሰው : ወንዶችን : ይሰጣል ።

50 ወይም : ወንዶችና : ሴቶች : አድርጎ : ያጠናዳቸዋል ፤ የሚሻውንም : ሰው : መካን : ያደርገዋል ፤ እርሱ : ዐዋቂ : ቻይ : ነውና ።

51 ለሰውም : አላህ : በራእይ : ወይም : ከግርዶ : ወዲያ : ወይም : መልክተኛን : (መልአክን) : የሚልክና : በፈቃዱ : የሚሻውን : ነገር : የሚያወርድለት : ቢኾን :

እንጅ : (በገሃድ) : ሊያናግረው : ተገቢው : አይደለም ። እርሱ : የበላይ : ጥበበኛ : ነውና ።

52 እንደዚሁም : ወደ : አንተ : ከትእዛዛችን : ሲኾን : መንፈስን : (ቁርአንን) : አወረድን ፤ መጽሐፉም : እምነቱም : ምን : እንደኾነ : የምታውቅ : አልነበርክም ። ግን : (መንፈሱን) : ከባርቻችን : የምንሻውን : ሰው : በርሱ : የምንመራበት : ብርሃን : አደረግነው ። አንተም : ወደ : ቀጥተኛው : መንገድ : በእርግጥ : ትመራለህ ።

53 ወደዚያ : በሰማያትና : በምድር : ያለው : ሁሉ : የርሱ : ወደኾነው : አላህ : መንገድ : (ትመራለህ) ፤ ንቁ : ነገሮቹ : ሁሉ : ወደ : አላህ : ይመለሳሉ ።

43ኛ : ሱሪቱ : አል-ዙኸሩፍ : (የጌጣጌጥ : ምዕራፍ) ። በመካ : የወረደች : ናት ፤ አያትዋ : (አንቀጾችዋ) : 89 : ናቸው ።

በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም : 5
 ርኅሩህ : በጣም : አዛኝ : በሆነው ።
 1 ሐ. መ. (ሐ : ሚም) ።
 2 ገላጭ : በኾነው : መጽሐፍ : እምላለሁ ።
 3 እኛ : ታውቁ : ዘንድ : ዐረብኛ : ቁርአን : አደረግነው ።
 4 እርሱም : በመጽሐፎቹ : እናት : ውስጥ : እኛ : ዘንድ : በእርግጥ : ከፍተኛ : ጥበብ : የተመላ : ነው ።

ድንበር : አላፈዎች : ሕዝቦች : ለመኾናችሁ : ቁርአኑን : ከናንተ : ማገድን : እናግዳለን ?
 6 በፊተኞቹም : ሕዝቦች : ውስጥ : ከነቢይ : ብዙን : ልከናል ።
 7 ከነቢይም : አንድም : የሚመጣላቸው : አልነበረም : በርሱ : ይላለቁበት : የነበሩ : ቢኾኑ : እንጅ ።
 8 ከነሱም : በጎይል : ይበልጥ : የበረቱትን : አጥፍተናል ። የፊተኞ

ቹም : (አጠፋፍ) : ምሳሌ : አል
 ፋል ።
 9 ሰማያትን፡ ምድርንም : ማን :
 ፈጠራቸው : ብለህ : ብትጠይቃቸው :
 አሸናፊው : ዐዋቂው : (አላህ) : በእርግጥ : ፈጠራቸው :
 ይላሉ ።
 10 (እርሱ) : ያ : ምድርን : ለናንተ :
 ምንጣፍ : ያደረገላችሁ : በርሷም :
 ውስጥ : ትመሩ : ዘንድ : ለናንተ :
 መንገዶችን : ያደረገላችሁ : ነው።
 11 ያም : ከሰማይ : ውሃን : በልክ :
 ያወረደላችሁ : ነው ፤ በርሱም :
 የሞተችውን : አገር : ሕያው :
 አደረግን ፤ እንደዚሁ : (ከመቃብራችሁ) :
 ትውውጣላችሁ ።
 12 ያም : ዓይነቶችን : ሁሉ : የፈጠረ :
 ለናንተም : ከመርከቦችና : ከቤት :
 እንስሳዎች : የምትጋልቧቸውን :
 ያደረገላችሁ : ነው ።
 13 በጀርባዎቹ : ላይ : እንድትደላደሉ :
 ከዚያም : በርሱ : ላይ : በተደላደላችሁ :
 ጊዜ : የጌታችሁን : ጸጋ : እንድታስታውሱ ፤
 እንድትሉም : — ያ : ይህንን ፤ የማንችለው :
 ስንኾን : ለኛ : ያገራልን : ጌታ : ጥራት : ይገባው ።
 14 እኛም : በእርግጥ : ወደ : ጌታችን :
 ተመላሾች : ነን : (እንድትሉ) ።
 15 ከባሮቹም : ለርሱ : ቁራጭን : (ልጅን) :
 አደረጉለት ፤ (1) ሰው : በእርግጥ : ግልጽ : ከሐዲ : ነው ።
 16 ከሚፈጥረው : ውስጥ : ሴቶች :

ልጆችን : ያዘን? በወንዶች : ልጆችም :
 (እናንተን) : መረጣችሁን ?
 17 አንዳቸውም : ለአልረሕማን : ምሳሌ :
 ባደረገው : ነገር : (በሴት ልጅ) :
 በተበሰረ : ጊዜ : እርሱ : በቁጭት :
 የተመላ : ኾኖ : ፊቱ : የጠቆረ :
 ይኾናል ።
 18 በጌጥ : (ተከልሶ) : እንዲያደግ : የሚደረገውን ?
 እርሱም : (ለደካማነቱ) :
 በክርክር : የማያብራራውን :
 ፍጡር : (ሴትን) : ለአላህ : ያደርጋሉን ?
 19 መላእክትንም : እነሱ : የአልረሕማን :
 ባሮች : የኾኑትን : ሴቶች : አደረጉ ፤
 ሲፈጠሩ : ነበሩን? መመስከራቸው :
 በእርግጥ : ትጸፋለች ፤
 ይጠየቃሉም ።
 20 አልረሕማንም : በሻ : ኖሮ : ባልተገዛናቸው :
 ነበር : አሉ ፤ ለነርሱ : በዚህ : ምንም :
 ዕውቀት : የላቸውም ፤ እነሱ : የሚዋሹ : እንጅ :
 ሌላ : አይደሉም ።
 21 ከርሱ : (ከቁርአን) : በራት : መጽሐፍን :
 ሰጠናቸውን ? ስለዚህ : እነሱ : እርሱን :
 የጨበጡ : ናቸውን ?
 22 ከቶውንም : እኛ : አባቶቻችንን : በሃይማኖት :
 ላይ : አገኘናቸው ፤ እኛም : በፈለጎቻቸው :
 ላይ : ተመሪዎች : ነን : አሉ ።
 23 (ነገሩ) : እንደዚሁም : ነው ፤ ከበፊትህ :
 በማንኛይቱም : ከተማ : ውስጥ :
 አስፈራርን : አልላክንም : ቅምጥሎችዋ :
 እኛ : አባቶቻችንን : በሃይማኖት : ላይ :
 አገኘን ፤ እኛም : በፈለጎቻቸው : ላይ :
 ተከታዮች : ነን : ያሉ : ቢኾኑ : እንጅ ።

1 መላእክት : የአላህ : ሴቶች : ልጆች : ናቸው : አሉ ።

24 (አስፈራሪው) : አባቶቻችሁን : በርሱ : ላይ : ከአገኛችሁበት : ይበልጥ :
 ቀጥተኛን : (ሃይማኖት) : ባመጣላችሁም ?
 አላቸው ፤ እኛ : በርሱ : በተላካችሁበት : ነገር : ከሐዲዎች :
 ነን : አሉ ።
 25 ከነሱም : ተበቀልን ፤ ያስተባባዩቹም :
 መጨረሻ : እንዴት : እንደ : ነበረ :
 ተመልከት ።
 26 ኢብራሂምም : ለአባቱና : ለሕዝቦቹ :
 ባለ : ጊዜ : (አስታውሱ) : እኔ : ከምትገዛዙት :
 ሁሉ : ንጹሕ : ነኝ ።
 27 ከዚያ : ከፈጠረኝ : በስተቀር ፤ (አልገዛም) :
 እርሱ : በእርግጥ : ይመራኛልና ።
 28 በዝርዮቹም : ውስጥ : ይመለሱ : ዘንድ :
 (ባንድ : አምላክ : ማመንን) : ቀሪ :
 ቃል : አደረጋት ።
 29 ይልቅ : እነዚህን : (ቁረይሾችን) : አባቶቻቸውንም :
 ቁርአንና : ገላጭ : መልክተኛ : እስከመጣላቸው :
 ድረስ : አጣቀምኳቸው ።
 30 እውነቱም : በመጣላቸው : ጊዜ : ይህ :
 ድግምት : ነው ፤ እኛም : በርሱ : ከሐዲዎች :
 ነን : አሉ ።
 31 ይህም : ቁርአን : ከሁለቱ : ከተሞች :
 በታላቅ : ሰው : ላይ : (1) አይወረድም :
 ኖሯልን ? አሉ ።
 32 እነርሱ : የጌታህን : ችሮታ : ያከፋፍላሉን ?
 እኛ : በቅርቤቱ : ሕይወት : ነሯቸውን : በመካከላቸው :
 አከፋፍለናል ። ከፊላቸውም : ከፊሉን :
 ሠራተኛ : አድርጎ : ይይዝ : ዘንድ : ከፊላቸውን :
 ከከፊሉ : በላይ : በደረጃ

ዎች : (በሀብት) : አበለጥን : የጌታህም :
 ጸጋ : (ገነት) : ከሚሰበሰቡት : (ሃብት) :
 በላጭ : ናት ።
 33 ሰዎችም : (በክሕደት) : አንድ : ሕዝብ :
 የሚኾኑ : ባልነበሩ : ኖሮ : በአልረሕማን :
 ለሚክዱት : ሰዎች : (በዚህች : ዓለም) : ለቤቶቻቸው :
 ከብር : የኾኑን : ጣራዎች : በነርሱ : ላይ :
 የሚወጡ ባቸውንም : (የብር) : መሰላሎች :
 ባደረግንላቸው : ነበር ።
 34 ለቤቶቻቸውም : ደጃሮችን : በነርሱ : ላይ :
 የሚደገፉባቸውንም : አልጋዎች : (ከብር :
 ባደረግንላቸው : ነበር) ።
 35 የወርቅ : ጌጥንም : (ባደረግንላቸው :
 ነበር) ፤ ይህም : ሁሉ : የቅርቤቱ : ሕይወት :
 መጣቀሚያ : እንጅ : ሌላ : አይደለም ፤ (ጠፈ : ነው) ፤
 መጨረሻይቱም : አገር : በጌታህ : ዘንድ : ለጥንቁቆቹ :
 ናት ።
 36 ከአልረሕማን : ግሣጺ : (ከቁርአን) : የሚደናበርም :
 ሰው : ለርሱ : ሰይጣንን : እናስጠጋለን ፤ ስለዚህ :
 እርሱ : ለርሱ : ቁራኛ : ነው ።
 37 እነሱም : (ተደናባሪዎቹ) : ተመሪዎች :
 መኾናቸውን : የሚያስቡ ሲኾኑ : እነርሱ : (ስይጣናት) :
 ከቀጥተኛው : መንገድ : በእርግጥ : ያግዷቸዋል ።
 38 (በትንሣኤ) : ወደኛ : በመጣም : ጊዜ :
 (ቁራኛዬ : ሆይ !) በኔና : ባንተ : መካከል :
 የምሥራቅና : የምዕራብ : ርቀት : በኖረ : ወይ :
 ምኞቱ ! ምን : የከፋህ : ቁራኛ : ነህ : ይላል ።

1 ከመካ : በወለድ : ላይ : ወይም : ከጣሊፍ : በዐርዋ : ላይ ።

39 ስለ : በደላችሁም : ዛሬ : እናንተ : በቅጣት : ተጋሪዎች : መኾናችሁ : አይጠቅማችሁም ፤ (ይባላሉ) ።

40 አንተ : ደንቆሮዎችን : ታሰማ ለህን ? ወይስ : ዕውሮችንና : በግልጽ : ጥመት : ውስጥ : የኾኑን : ሰዎች : ትመራለህን ?

41 አንተንም : (ቅጣታቸውን : ሳታይ) : ብንወስድህ : እኛ : ከነርሱ : ተበቃዮች : ነን ።

42 ወይም : ያንን : የቀጠርናቸውን : ብናሳይህ : እኛ : በነርሱ : (ቅጣት) ላይ : ቻይዎች : ነን ።

43 ያንንም : ወደ : አንተ : የተወረደ ልህን : አጥብቀህ : ያዝ ፤ አንተ : በቀጥተኛው : መንገድ : ላይ : ነህና ።

44 እርሱም : (ቁርአን) : ለአንተ : ለሕዝቦችሕም : ታላቅ : ክብር : ነው ፤ ወደ : ፊትም : (ከርሱ) : ትጠየቃላችሁ ።

45 ከመልክተኞቻችንም : ካንተ : በፊት : የላክናቸውን : (ተከታዮቻቸውን) : ከአልረሕማን : ሌላ : የሚገዙዋቸው : የኾኑን : አማልክት : አድርገን : እንደ : ኾነ : ጠይቃቸው ፤ (1)

46 ሙሳንም : በታምራቶቻችን : ወደ : ፈርዖንና : ወደ : ሹማምንቶቹ : በእርግጥ : ላክን ፤ እኔ : የዓለማት : ጌታ : መልክተኛ : ነኝ : አላቸውም ።

47 በታምራታችንም : በመጣባቸው : ጊዜ : ወዲያውኑ : እነርሱ : በርሷ : ይስቃሉ ፤

48 ከታምሮም : አንዲትንም : እናሳያቸውም : እርሷ : ከብጤዋ : በጣም : የበለጠች : ብትኾን : እንጅ ፤ (ከክሕደታቸው) : ይመለሱም : ዘንድ : በቅጣት : ያዝናቸው ።

49 አንተ : ድግምተኛ : (ዐዋቂ) : ሆይ ! ጌታህን : አንተ : ዘንድ : ቃል : በገባልህ : ለኛ : ለምን ልን ፤ እኛ : (ቅጣቱን : ቢያነሳ ልን) : ተመሪዎች : ነን : አሉም ።

50 ስቃዩን : ከነሱ : ላይ : በገለጥንም : ጊዜ : ወዲያውኑ : ኪዳናቸውን : ያፈርሳሉ ።

51 ፈርዖንም : በሕዝቦቹ : ውስጥ : ተጣራ ፤ አለም ፤ ሕዝቦቹ : ሆይ ! የምስር : ግዛት : የኔ : አይደለምን ? እነዚህም : ጅረቶች : ከስሬ : የሚፈሱ : ሲኾኑ : (የኔ : አይደሉምን ?) አትመለከቱምን ?

52 በውነቱ : እኔ : ከዚህ : ያ : እርሱ : ወራዳ : ንግግሩንም : ሲገልጽ : የማይቀርብ : ከኾነው : በላጭ : ነኝ ።

53 በርሱም : ላይ : የወርቅ : እንባሮች : ለምን : አልተጣሉበትም ፤ ወይም : መላእክት : ከርሱ : ጋር : ተቆራኝተው : ለምን : አልመጡም ፤ (አለ) ።

54 ሕዝቦቹንም : አቁላቸው ፤ ታዘዙትም ፤ እነርሱ : አመጠኞች : ሕዝቦች : ነበሩና ።

55 ባስቆጡንም : ጊዜ : ከነሱ : ተበቀልን ፤ ሁሉንም : አሰጠምናቸውም ።

56 (በጥፋት) : ቀዳሚዎችና : ለኋለኞቹ : (መቀጣጫ) : ምሳሌም : አደረግናቸው ።

1 ከአልረሕማን : ሌላ : አማልክትን : እንዲያመልኩ : ፈርደን : እንደ : ኾነ : ጠይቃቸው ።

57 የመርየም : ልጅም : ምሳሌ : በተደረገ : ጊዜ : ሕዝቦችህ : (ከሓዲዎቹ) : ወዲያውኑ : ከርሱ : ይስቃሉ ።

58 አማልክቶቻችን : ይበልጣሉን ? ወይስ : እርሱ : አሉም ፤ ለክርክርም : እንጅ : ላንተ : እርሱን : ምሳሌ : አላደረጉትም ። በውነት : እነርሱ : ክርክረ : ብርቱ : ሕዝቦች : ናቸው ።

59 እርሱ : በርሱ : ላይ : የለገሰንለት : ለእስራኤልም : ልጆች : ታምር : ያደረግነው : የኾነ : ባሪያ : እንጅ : ሌላ : አይደለም ።

60 ብንሻም : ኖሮ : በምድር : ላይ : ከናንተ : ምትክ : መላእክትን : ባደረግን : ነበር ።

61 እርሱም : (ዒሳ) : ለሰዓቲቱ : (ማወቂያ) : በእርግጥ : ምልክት : ነው ። በርሷም : አትጠራጠሩ ። ተከተሉኝም ፤ ይህ : ቀጥተኛ : መንገድ : ነው ፤ (በላቸው) ።

62 ሰይጣንም : አያግዳችሁ ፤ እርሱ : ለናንተ : ግልጽ : ጠላት : ነውና ።

63 ዒሳ : በታምራቶች : በመጣ : ጊዜም : አላቸው ። በእርግጥ : በጥበብ : መጣኋችሁ ፤ የዚያንም : በርሱ : የምትለያዩበትን : ከፊሉን : ለናንተ : ላብራራላችሁ : (መጣሁ) ፤ አላህንም : ፍሩ ፤ ታዘዙኝም ።

64 አላህ : ጌታየ : ጌታችሁም : ነውና : ተገዙት ፤ ይህ : ቀጥተኛ : መንገድ : ነው ።

65 ከመካከላቸውም : አሕዛቦቹ : ተለያዩ ፤ ለነዚያም : ለበደሉት : ከአሳማሚ : ቀን : ቅጣት : ወየላቸው ።

66 ሰዓቲቱን : እነሱ : የማያውቁ : ኾነው : በድንገት : ልትመጣባቸው : እንጅ : ይጠባበቃሉን ?

67 ወዳጆች : በዚያ : ቀን : ከፊላቸው : ለከፊሉ : ጠላት : ነው ፤ አላህን : ፈሪዎች : ብቻ : ሲቀሩ ፤

68 (ለነርሱስ) ። — ባሮቹ : ሆይ ! ዛሬ : ቀን : በናንተ : ላይ : ፍርሃት : የለባችሁም ፤ እናንተም : የምታዘኑ : አይደላችሁም ፤ (ይባላሉ) ።

69 እነዚያ : በአንቀጾቻችን : ያመኑና : ፍጹም : ታዛዦች : የነበሩ : (ባሮቹ : ሆይ !)

70 ገነትን : ግቡ ፤ እናንተም : ሚስቶቻችሁም : ትደሰታላችሁ ፤ ትከበሩም : አላችሁ ፤ (ይባላሉ) ።

71 ከወርቅ : የኾኑ : ሰፋፊ : ዝርግ : ሳሕኖችና : ኩባያዎች : በነርሱ : ላይ : ይዘዙራሉ ፤ በርሷም : ውስጥ : ነፍሶች : የሚከጅሉት : ዓይኖችም : የሚደሰቱበት : ሁሉ : አልለ ፤ እናንተም : በውስጧ : ዘላለም : ዘውታሪዎች : ናችሁ ።

72 ይህችም : ያቺ : ትሠሩት : በነበራችሁት : ዋጋ : የተሰጣችኋት : ገነት : ናት ።

73 ለናንተ : በውስጧ : ብዙ : ፍራፍሬዎች : አሏችሁ ፤ ከርሷ : ትበላላችሁ ።

74 አመጠኞች : በገሀነም : ስቃይ : ውስጥ : በእርግጥ : ዘውታሪዎች : ናቸው ።


75 ከነሱ : (ቅጣቱ) : አይቀለልላቸውም ፤ እነርሱም : በርሱ : ውስጥ : ተስፋ : ቆራጮች : ናቸው ።

76 አልበደልናቸውምም ፤ ግን : በዳዮቹ : እነርሱው : ነበሩ ።

- 77 ማሊክ : ሆይ ! (1) ጌታህ : በኛ : ላይ : (በሞት) : ይፍረድ : (2) እያሉ : ይጣራሉም ፤ እናንተ : (በቅጣቱ : ውስጥ) : ዘላለም : ነዎ ሪዎች : ናችሁ : ይላቸዋል ።
- 78 እውነተኛውን : መንገድ : በእርግጥ : አመጣንላችሁ ፤ ግን : አብዛኞቻችሁ : እውነቱን : ጠይዎች : ናችሁ ።
- 79 ይልቁንም : (በነቢዩ : ላይ : በማደም) : ነገርን : አጠነከሩን ? እኛም : (ተንኮላቸውን : ወደነርሱ : በመመለስ) : አጠነካሪዎች : ነን ።
- 80 ወይም : እኛ : ምስጢራቸውንና : ወይይታቸውን : የማንሰማ : መኾናችንን : ያስባሉን ? አይደለም ፤ መልክተኞቻችንም : እነሱ : ዘንድ : ይጽፋሉ ።
- 81 —ለአልረሕማን : ልጅ : (የለውም : እንጅ) : ቢኖረው : እኔ : (ለልጁ) : የተገዢዎቹ : መጀመሪያ : ነኝ ፤ በላቸው ።
- 82 የሰማያትና : የምድር : ጌታ : የዙፋኑ : ጌታ : ከሚሉት : ነገር : ሁሉ : ጠራ ።
- 83 ተዋቸውም ፤ ያንን : ይስፈራሩበት : የነበሩትን : ቀናቸውን :

1 የገሀም : መልአክ : ስም : ነው ።
 2 እንመጥና : ከስቃይ : እንደናርፍ : ይላሉ ።

- እስከሚገናኙ : ድረስ : (በስሕተታቸው : ውስጥ) : ይዋኙ : ይጫዎቱም ።
- 84 እርሱም : ያ : በሰማይ : ውስጥ : ሊገዙት : የሚገባው : በምድርም : ውስጥ : ሊገዙት : የሚገባው : አምላክ : ነው ፤ እርሱም : ብልሃተኛው : ዐዋቂው : ነው ።
- 85 ያም : የሰማያትና : የምድር : በመካከላቸውም : ያለው : ሁሉ : ንግሥና : የርሱ : ብቻ : የኾነው : አምላክ : ላቀ ። የሰዓቲቱም : (የመምጫዋ : ዘመን) : ዕውቀት : እርሱ : ዘንድ : ብቻ : ነው ። ወደርሱም : ትመለሳላችሁ ።
- 86 እነዚያም : ከአላህ : ሌላ : የሚገገዟቸው : እነሱ : የሚያውቁ : ኾነው : በውነት : ከመሰከሩት : በስተቀር : ምልጃን : አይችሉም ።
- 87 ማን : እንደ : ፈጠራቸውም : ብትጠይቃቸው : በእርግጥ : አላህ : ነው : ይላሉ ። ታዲያ : (ከእምነት) : ወደጌት : ይዞራሉ ።
- 88 (ነቢዩ) : ጌታዬ : ሆይ ! እነዚህ : የማያምኑ : ሕዝቦች : ናቸው : የማለቱም : (ዕውቀት : አላህ : ዘንድ : ነው) ።
- 89 እነርሱንም : ተዋቸው ፤ ነገራ : ሰላም : ነው : በልም ፤ ወደፊትም : (የሚመጣባቸውን) : ያውቃሉ ።



- በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም : ርገሩህ : በጣም : አዛኝ : በሆነው ።
- 1 ሐ. መ. (ሐ : ሚም) ።
- 2 አብራራ : በኾነው : መጽሐፍ : እንምላለን ።
- 3 እኛ : (ቁርአንን) : በተባረከች : ሌሊት : ውስጥ : አወረድነው ፤ እኛ : አስፈራሪዎች : ነበርንና ።
- 4 በውስጡ : የተወሰነው : ነገር : ሁሉ : ይለያል ።
- 5 ከኛ : ዘንድ : የኾነ : ትእዛዝ : ሲኾን : (አወረድነው) ፤ እኛ : (መልክተኞችን) : ላኪዎች : ነበርን ።
- 6 ከጌታህ : በኾነው : ችሮታ : (ተላኩ) : እነሆ : እርሱ : ሰሚው : ዐዋቂው : ነውና ።
- 7 የሰማያትና : የምድር : በመካከላቸውም : ያለው : ነገር : ሁሉ : ጌታ : ከኾነው : (ተላኩ) ፤ የምታረጋግጡ : እንደ : ኾናችሁ : (ነገሩ : እንዳልነው : መኾኑን : ዕውቁ) ።
- 8 ከርሱ : ሌላ : አምላክ : የለም ፤ ሕያው : ያደርጋል ፤ የምታልም ፤ ጌታችሁ : የመጀመሪያዎቹ : አባቶቻችሁም : ጌታ : ነው ።
- 9 በውነቱ : እነሱ : የሚጫወቱ : ሲኾኑ : በመጠራጠር : ውስጥ : ናቸው ።
- 10 ሰማይም : በግልጽ : ጭስ : የምትመጣበትን : ቀን : ተጠባበቅ ።

- 11 ሰዎችን : የሚሸፍን : (በኾነ : ጭስ) : ይህ : አሳማሚ : ቅጣት : ነው ።
- 12 ጌታችን : ሆይ ! ከኛ : ላይ : ቅጣቱን : ግለጥልን ፤ እኛ : አማኞች : እንኾናለንና : (ይላሉም) ።
- 13 (ቅጣቱ : በወረደ : ጊዜ) : ለነርሱ : መገሠጽ : እንዴት : ይኖራቸዋል ፤ አስረጅ : መልክተኛ : የመጣቸው : ሲኾን : (የካዱም : ሲኾኑ) ።
- 14 ከዚያም : ከርሱ : የዞሩ ፤ (ከሰው) : የተስተማረ : ዕብድ : ነው : ያሉም : ሲኾኑ ።
- 15 እኛ : ቅጣቱን : ለጥቂት : ጊዜ : ገላጭች : ነን ፤ እናንተ : (ወደ : ክሕደታችሁ) : በእርግጥ : ተመላሾች : ናችሁ ።
- 16 ታላቂቱን : ብርቱ : አያያዝ : በምንይዝበት : ቀን ፤ እኛ : ተበቃዮች : ነን ።
- 17 ከነርሱም : በፊት : የፈርዖንን : ሕዝቦች : በእርግጥ : ሞከርን ፤ ክቡር : መልክተኛም : መጣላቸው ።
- 18 የአላህን : ባሮች : ወደኔ : አድርሱ ፤ እኔ : ለናንተ : ታማኝ : መልክተኛ : ነኝና ።
- 19 በአላህም : ላይ : አትኩሩ ፤ እኔ : ግልጽ : የኾነን : አስረጅ : ያመጣሁላችሁ : ነኝና : (በማለት : መጣላቸው) ።

20 እኔም : እንዳትወግሩኝ : በጌታ የና : በጌታችሁ : ተጠብቂያለሁ ።

21 በኔም : ባታምኑ : ራቁኝ ፤ (ተውኝ አለ) ።

22 ቀጥሎም : (ስለ : ዛቱበት) : እነ ዚህ : አመጠኞች : ሕዝቦች : ናቸው ፤ (አጥፋቸው) : ሲል : ጌታውን : ለመነ ።

23 (ጌታው) : ባሮቹንም : ይዘህ : በሌሊት : ኺድ ፤ እናንተ : የሚከተሉዎችሁ : ናችሁና ።

24 ባሕሩንም : የተከፈተ : ኾኖ : ተወው ፤ እነርሱ : የሚሰጥጠው : ሰራዊት : ናቸውና : (አለው) ።

25 ከአትክልቶችና : ከምንጮችም : ብዙ : ነገሮችን : ተዉ ።

26 ከአዝመራዎችም : ከመልካም : መቀመጫም ።

27 በርሷ : ተደላሾች : ከነበሩባትም : ድሎት : (ብዙን : ነገር : ተዉ) ።

28 (ነገሩ) : እንደዚሁ : ኾነ ፤ ሌሎችንም : ሕዝቦች : አወረሰናት ።

29 ሰማይና : ምድርም : በነርሱ : ላይ : አላለቀሱም ፤ የሚቆዩም : አልነበሩም ።

30 የእስራኤልንም : ልጆች : አዋራጅ : ከኾነ : ስቃይ : በእርግጥ : አዳንናቸው ።

31 ከፈርዖን ፤ እርሱ : የኮራ : ከወሰን : አላፈዎቹ : ነበርና ።

32 ከማወቅም : ጋር : በዓለማት : ላይ : በእርግጥ : መረጥናቸው ።

33 ከታምራቶችም : በሁሉም : ግልጽ : የኾነ : ፈተና : ያለበትን : ሰጠናቸው ።

34 እነዚህ : (የመካ : ከሐዲዎች) : በእርግጥ : ይላሉ ።

35 እርሷ : የፊተኛይቱ : ሞታችን : እንጅ : አይደለችም ፤ እኛም : የምንቀሰቀስ : አይደለንም ።

36 እውነተኞችም : እንደ : ኾናችሁ : አባቶቻችንን : አምጡልን ።

37 እነርሱ : በላጮች : ናቸውን ? ወይስ : የቱብበዕ : ሕዝቦችና ። እነዚያ : ከነሱ : በፊት : የነበሩት ? አጠፋናቸው ፤ እነሱ : አመጠኞች : ነበሩና ።

38 ሰማያትንና : ምድርንም : በሁለቱ : መካከል : ያለውንም : ሁሉ : ቀላጆች : ኾነን : አልፈጠርንም ።

39 ሁለቱንም : በምር : እንጅ : አልፈጠርናቸውም ፤ ግን : አብዛኞቻቸው : አያውቁም ።

40 የመለያው : ቀን : ለሁሉም : ቀጠሯቸው : ነው ።

41 ዘመድ : ከዘመዱ : ምንንም : የማይጠቅምበት : እነሱም : የማይረዱበት : ቀን : ነው ።

42 አላህ : ያዘነለት : ሰውና : ያመነ : ብቻ : ሲቀር ፤ (እርሱስ : ይረዳል) ፤ እርሱ : አሸናፊው : አዛኙ : ነውና ።

43 የዘቁም : ዛፍ : (1)

44 የጎጠአተኛው : ምግብ : ነው ።

45 እንደ : ዘይት : አተላ : ነው ፤ በሆዶች : ውስጥ : የሚፈላ : ሲኾን ።

46 እንደ : ገንፈለ : ውሃ : አፈላል : (የሚፈላ : ሲኾን) ።

47 ያዙት ፤ ወደ : ገሀንም : መካከልም : በጎይል : ጎትቱት ።

1 በሀህንም : ውስጥ : ያለ : ዛፍ : ስም : ነው ።

48 ከዚያም : ከራሱ : በላይ : ከፈላ : ውሃ : ስቃይ : አንቧቡበት ።

49 ቅመስ ፤ አንተ : አሸናፊው : ክቡሩ : (ጌ) ነህና : (ይባላል) ።

50 ይህ : ያ : በርሱ : ትጠራጠሩበት : የነበራችሁት : ነው ፤ (ይባላሉ) ።

51 ጥንቁቆቹ : በእርግጥ : በጸጥተኛ : መኖሪያ : ውስጥ : ናቸው ።

52 በአትክልቶችና : በምንጮች : ውስጥ : ናቸው ።

53 ፊት : ለፊት : የተቅጣጩ : ኾነው ከስስ : ሐርና : ከወፍራም : ሐር : ይለብሳሉ ።

54 (ነገሩ) : እንደዚሁ : ነው ፤ ዓይና

1 ይህን : የሚባለው : ለቅጥጥ : ነው ።

ሞች : የኾኑን : ነጫጭ : ሴቶችም : እናጠናዳቸዋለን ።


55 በርሷም : ውስጥ : የተማመኑ : ኾነው : ከፍራፍሬ : ሁሉ : ያዛሉ ።

56 የፊተኛይቱን : ሞት : እንጅ : (ዳግመኛ) : በርሷ : ውስጥ : ኖትን አይቀምሱም ፤ የገሀንምንም : ቅጣት : (አላህ) : ጠበቃቸው ።

57 ከጌታህ : በኾነ : ችሮታ : (ጠበቃቸው) ፤ ይህ : እርሱ : ታላቅ : ዕድል : ነው ።

58 (ቁርአንን) : በቋንቋህም : ያገራ ነው : (ሕዝቦችህ) : ይገነዘቡ : ዘንድ : ብቻ : ነው ።

59 ተጠባባቂም : እነርሱ : ተጠባቂዎች : ናቸውና ።



በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም : ርገሩህ : በጣም : አዛኝ : በሆነው።

1 ሐ. መ. (ሐ : ሚም) ።

2 የመጽሐፉ : መወረድ : አሸናፊ : ጥበበኛ : ከኾነው : አላህ : ነው ።

3 በሰማያትና : በምድር : ውስጥ : ለምእምናን : ሁሉ : (ለችሎታው) : እርግጠኛ : ምልክቶች : አልሉ ።

4 እናንተንም : በመፍጠር : ከተንቀላቃሽም : (በምድር : ላይ) : የሚበትነውን : ሁሉ : (በመፍ

ጠሩ) : ለሚያረጋግጡ : ሕዝቦች : ታምራቶች : አልሉ ።

5 በሌሊትና : መዓልት : መተካካትም : ከሲሳይም : (ከዝናም) : አላህ : ከሰማይ : ባወረደው : በርሱም : ምድርን : ከሞተች : በኋላ : ሕያው : በማድረጉ : ነፋሶችንም : (በያቅጣጫቸው) : በማዘዋወሩ : ለሚያውቁ : ሕዝቦች : ማስረጃዎች : አልሉ ።

6 እነዚህ : ባንተ : ላይ : በውነት : የምናነባቸው : ሲኾኑ : የአላህ :

ማስረጃዎች : ናቸው ፤ ከአላህና :
 ከማስረጃዎቹም : ወዲያ : በየት
 ኛው : ንግግር : ያምናሉ ?

7 ውሸታም : ጎጠኢተኛ : ለኾነ :
 ሁሉ : ወዮለት ። (ጥፋት : ተገ
 ባው) ።

8 የአላህን : አንቀጾች : በርሱ : ላይ :
 የሚነበቡለት : ሲኾኑ : ይሰማል ፤
 ከዚያም : የኮራ : ሲኾን : እንዳል
 ሰማት : ኾኖ : (በክሕደቱ : ላይ) :
 ይዘወትራል ፤ በአላማሚም : ቅ
 ጣት : አብሰረው ።

9 ከአንቀጾቻችንም : አንዳችን :
 ባወቀ : ጊዜ : መላለቂያ : አድ
 ርጎ : ይይዛታል ፤ እነዚያ : ለነ
 ርሱ : አዋራጅ : ቅጣት : አላቸው።

10 ከፊታቸውም : ገሀነም : አለች ፤
 የሰበሰቡትም : ሀብት : ከነርሱ :
 ላይ : ምንም : አይመልስላቸ
 ውም ፤ ከአላህ : ሌላም : ረዳቶች :
 አድርገው : የያዙባቸው : (አይጠ
 ቅሟቸውም) ፤ ለነርሱም : ታላቅ :
 ቅጣት : አላቸው ።

11 ይህ : (ቁርአን) : መሪ : ነው ፤
 እነዚያም : በጌታቸው : አንቀ
 ጾች : የካዱት : ለነሱ : ከብርቱ :
 ቅጣት : የኾነ : አላማሚ : ስቃይ :
 አላቸው።

12 አላህ : ያ : ባሕርን : በውስጡ :
 ታንኳዎች : በፈቃዱ : እንዲን
 ሻለሉበት : ከችሮታውም : እንድ
 ትፈልጉበት : እንድታሰማኩት
 ም : ለናንተ : የገራላችሁ : ነው ።

13 ለናንተም : በሰማያት : ያለው
 ንፍ : በምድርም : ያለውን : ሁሉ :
 በመላ : ከርሱ : ሲኾን : የገራላ
 ችሁ : ነው ፤ በዚህ : ለሚያስተነ
 ኑ : ሕዝቦች : ታምራት : አለባት ።

14 ለነዚያ : ለአመኑት : ሰዎች :
 (ምሕረት : አድርጉ) : በላቸው ፤
 ለነዚያ : የአላህን : ቀኖች : ለማ
 ይፈሩት : ይምራሉና : ሕዝቦችን :
 ይሠሩት : በነበሩት : ነገር : ይመ
 ነዳ : ዘንድ : (ምሕረት : አድርጉ :
 በላቸው) ።

15 መልካምን : የሠራ : ሰው : ለነ
 ፍሱ : ነው ፤ ያከፋም : ሰው :
 በርሷ : ላይ : ነው ፤ ከዚያም :
 ወደ : ጌታችሁ : ትመለሳላችሁ ።

16 ለእስራኤል : ልጆችም : መጽሐ
 ፍንና : ሕግን : ነቢይነትንም :
 በእርግጥ : ሰጠናቸው ፤ ከመል
 ካም : ሲሳዩችም : ለገስገላቸው :
 በዓለማት : ላይም : አበለጥና
 ቸው ።

17 ከትእዛዝም : ግልጾችን : ሰጠና
 ቸው ፤ ዕውቀቱም : ከመጣላቸው :
 በኋላ : በመካከላቸው : ለምቀኝ
 ነት : እንጅ : ለሌላ : አልተለያ
 ዩም ፤ ጌታህ : በትንሣኤ : ቀን :
 በዚያ : በርሱ : ይለያዩበት : በነ
 በሩት : ነገር : በመካከላቸው : በእ
 ርግጥ : ይፈርዳል ።

18 ከዚያም : ከነገሩ : (ከሃይማኖት) :
 በትክክለኛይቱ : ሕግ : ላይ :
 አደረግንህ ፤ ስለዚህ : ተከተላት ፤
 የነዚያንም : የማያውቁትን : ሕዝ
 ቦች : ዝንባሌዎች : አትከተል ።

19 እነርሱ : ከአላህ : (ቅጣት) : ምን
 ንም : ከአንተ : አይገፈትሩልህ
 ምና ፤ በደለኞችም : ከፈላቸው :
 የከፈሉ : ረዳቶች : ናቸው ፤ አላ
 ህም : የጥንቁቆቹ : ረዳት : ነው ።

20 ይህ : (ቁርአን) : ለሰዎች : የልብ :
 ብርሃኖች : ነው ። ለሚያረጋግ
 ጡም : ሕዝቦች : መሪና : እዝነት :
 ነው ።

21 እነዚያ : ጎጠኢተኞችን : የሠሩ :
 ሕይወታቸውም : ሞታቸውም :
 ትክክል : ሲኾን : እንደነዚያ :
 እንደ : አመኑትና : መልካሞችን :
 እንደሠሩት : ልናደርጋቸው :
 ይጠረጥራሉ ? (አይጠርጥሩ) ፤
 የሚፈርዱት : ምንኛ : ከፋ !

22 አላህም : ሰማያትንና : ምድርን :
 (ለችሎታው : እንዲያመለክትባ
 ቸውና) : ነፍስም : ሁሉ : በሠ
 ራቸው : ሥራ : ትመነዳ : ዘንድ :
 በትክክል : ፈጠረ ፤ እነሱም :
 አይበደሉም ።

23 ዝንባሌውን : አምላኩ : አድርጎ :
 የያዘውን : አላህም : ከዕውቀት :
 ጋር : ያጠመመውን : በጀሮውና :
 በልቡ : ላይም : ያተመበትን :
 በዓይኑም : ላይ : ሺፋን : ያደረገ
 በትን : ሰው : አየህን ! ታዲያ :
 ከአላህ : ኋላ : የሚያቀናው :
 ማነው ? አትገሠጹምን ?

24 እርሷም : (ሕይወት) : የቅርቢቱ :
 ሕይወታችን : እንጅ : ሌላ : አይደ
 ለችም ፤ እንምታለን ፤ ሕያውም :
 እንኾናለን፤ (1) ከጊዜም : (ማለፍ) :
 በስተቀር : ሌላ : አያጠፋንም :
 አሉ ፤ ለነርሱም : በዚህ : (በሚ
 ሉት) : ምንም : ዕውቀት : የላ
 ቸውም ፤ እነርሱ : የሚጠራጠሩ :
 እንጅ : ሌላ : አይደሉም ።

25 አንቀጾቻችንም : ግልጾች : ኾነው :
 በነሱ : ላይ : በተነበቡላቸው :
 ጊዜ : ከርከራቸው : እውነተኛች :
 እንደ : ኾኖችሁ : አባቶቻችንን :
 አምጡ : ማለት : እንጅ : ሌላ :
 አልነበረም ።

26 — አላህ : ሕያው : ያደርጋች
 ኋል ፤ ከዚያም : የምታችኋል ፤
 ከዚያም : ወደ : ትንሣኤ : ቀን :
 ይሰበሰባችኋል ፤ በርሱ : ጥርጥር :
 የለበትም ፤ ግን : አብዛኛዎቹ :
 ሰዎች : አያውቁም : በላቸው ።

27 የሰማያትና : የምድር : ግዛት :
 የአላህ : ብቻ : ነው ፤ ሰዓቲቱም :
 በምትቆምበት : ቀን : ያን : ጊዜ :
 አጥፊዎች : ሁሉ : ይከሰራሉ ።

28 ሕዝብንም : ሁሉ : ተንበርካኪ :
 ኾና : ታያታለህ ፤ ሕዝብ : ሁሉ :
 ወደ : መጽሐፍ : ትጠራለች ፤
 ዛሬ : ትሠሩት : የነበራችሁትን :
 ነገር : ትመነዳላችሁ : (ይባላሉ) ።

29 ይህ : መጽሐፍችን : ነው ፤ በና
 ንተ : ላይ : በውነት : ይናገራል ፤
 እኛ : ያንን : ትሠሩት : የነበራች
 ሁትን : እናስገለብጥ : ነበርን :
 (ይባላሉ) ።

30 እነዚያ : ያመኑትና : መልካሞ
 ችን : የሠሩትማ : ጌታቸው : በእ
 ዝነቱ : ውስጥ : ያገባቸዋል ፤
 ይህ : እርሱ : ግልጽ : የኾነ : ማግ
 ኘት : ነው ።

31 እነዚያም : የካዱትማ : (ለነርሱ :
 ይባላሉ) — አንቀጾቹ : በናንተ :
 ላይ : ይነበቡ : አልነበሩምን ?
 ኮራችሁም ፤ ከሐዲዎች : ሕዝቦ
 ችም : ነበራችሁ ።

32 የአላህ : ቀጠሮ : እውነት : ነው ፤
 ሰዓቲቱም : በርሷ : (መምጣት) :
 ጥርጥር : የለም ፤ በተባለ : ጊዜም :
 ሰዓቲቱ : ምን : እንደ : ኾነች :
 አናውቅም ፤ መጠራጠርን : የምን
 ጠራጠር : እንጅ : ሌላ : አይደለ
 ንም ፤ እኛም : አረጋጋጫች : አይ
 ደለንም : አላችሁ ።

1 ከፈላችን : ሲሞት : ከፈላችን : ሕያው : ይሆናል : ይተካል ።

- 33 የሠሩዎቸውም ፡ ገጠአቶች ፡ ለነርሱ ፡ ይገለጹላቸዋል ፤ ያም ፡ በርሱ ፡ ይላለቁበት ፡ የነበሩት ፡ ቅጣት ፡ በነርሱ ፡ ላይ ፡ ይወርድላቸዋል ።
- 34 ይህንንም ፡ ቀናችሁን ፡ መገናኘትን ፡ እንደ ፡ ረሳችሁ ፡ ዛሬ ፡ እንረሳችኋለን ፤ (እንተዋችኋለን) ፤ መኖሪያችሁም ፡ እሳት ፡ ናት ፤ ለናንተም ፡ ከረዳቶች ፡ ምንም ፡ የላችሁም ፡ ይባላል ።
- 35 ይሃችሁ ፡ እናንተ ፡ የአላህን ፡ አንቀጾች ፡ መቀለጃ ፡ አድርጋችሁ ፡

- በመያዛችሁና ፡ ቅርቤቱም ፡ ሕይወት ፡ ስለ ፡ አታለላቸችሁ ፡ ነው ፡ (ይባላሉ) ። ዛሬ ፡ ከርሷ ፡ አይወጥጡም ፤ እነሱም ፡ በወቀሳ ፡ አይታለፉም ።
- 36 ምስጋናም ፡ ለአላህ ፡ ለሰማያት ፡ ጌታ ፡ ለምድርም ፡ ጌታ ፡ ለዓለማት ፡ ጌታ ፡ የተገባው ፡ ነው ።
- 37 ኩራትም ፡ በሰማያትም ፡ በምድርም ፡ ለርሱ ፡ ብቻ ፡ ነው ፤ እርሱም ፡ አሸናፊው ፡ ጥበበኛው ፡ ነው ።

ምዕራፍ : 46 አል-አሕቃፍ ። ክፍል : 26 ።



46ኛ ፡ ሱሪቱ ፡ አል-አሕቃፍ ፡ (የአሸዋዎች ፡ ምዕራፍ) ። በመካ ፡ የወረደች ፡ ናት ፤ አያትዋ ፡ (አንቀጾችዋ) ፡ 35 ፡ ናቸው ።

- በአላህ ፡ ስም ፡ እጅግ ፡ በጣም ፡ ርኅሩህ ፡ በጣም ፡ አዛኝ ፡ በሆነው።
- 1 ሐ. መ. (ሐ ፡ ሚም) ።
- 2 የመጽሐፉ ፡ መወረድ ፡ አሸናፊ ፡ ጥበበኛ ፡ ከሆነው ፡ አላህ ፡ ነው ።
- 3 ሰማያትንና ፡ ምድርን ፡ በመካከላቸው ፡ ያለውንም ፡ ሁሉ ፡ በምርና ፡ የተወሰነ ፡ ጊዜንም ፡ በመለካት ፡ እንጅ ፡ (ለቀልድ) ፡ አልፈጠርናቸውም ። እነዚያ ፡ የካዱትም ፡ ከተሰፈራሩት ፡ ነገር ፡ (ትተው) ፡ ዘዋሪዎች ፡ ናቸው ።
- 4 ከአላህ ፡ ሌላ ፡ የምትገነዘቡቸውን ፡ አያችሁን ? ከምድር ፡ ምንን ፡

- እንደ ፡ ፈጠሩ ፡ አሳዩኝ ፤ ወይም ፡ በሰማያት ፡ ለነሱ ፡ (ከአላህ ፡ ጋር) ፡ መጋራት ፡ አላቸውን ? (ያማልዱናል ፡ በማለታችሁ) ፡ እውነተኞች ፡ እንደ ፡ ሆናችሁ ፡ ከዚህ ፡ (ቁርአን) ፡ በፊት ፡ የሆነን ፡ መጽሐፍ ፡ ወይም ፡ ከዕውቀት ፡ የሆነ ፡ ቅርስን ፡ አምጡልኝ ፡ በላቸው ።
- 5 እስከ ፡ ትንግሌ ፡ ቀን ፡ ድረስም ፡ ለርሱ ፡ የማይመልስለትን ፡ (ጣያት) ፡ ከአላህ ፡ ሌላ ፡ ከሚጠራ ፡ ሰው ፡ ይበልጥ ፡ የተሳሳተ ፡ ማነው ? እነርሱም ፡ ከጥሪያቸው ፡ ዘንጊዎች ፡ ናቸው ።

- 6 ሰዎችም ፡ በተሰበሰቡ ፡ ጊዜ ፡ (ጣያቶቹ) ፡ ለነርሱ ፡ ጠላቶች ፡ ይሆናሉ ፤ (እነሱን) ፡ መገዛታቸውንም ፡ ከሐዲዎች ፡ ይሆናሉ ።
- 7 በነሱም ፡ ላይ ፡ አንቀጾቻችን ፡ ግልጾች ፡ ሆነው ፡ በተነበቡ ፡ ጊዜ ፡ እነዚያ ፡ እውነቱን ፡ በመጣላቸው ጊዜ ፡ የካዱት ፡ ይህ ፡ ግልጽ ፡ ድግምት ፡ ነው ፡ አሉ ።
- 8 ይልቁንም ፡ ቀጠፈው ፡ ይላሉን ? ብቀጥፈው ፡ ለኔ ፡ ከአላህ ፡ (ቅጣት ለማዳን) ፡ ምንንም ፡ አትችሉም ፤ እርሱ ፡ ያንን ፡ በርሱ ፡ የምትቀባጅሩበትን ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ፤ በኔና ፡ በናንተ ፡ መካከል ፡ መስካሪ ፡ በርሱ ፡ በቃ ፡ እርሱም ፡ መሐሪው ፡ አዛኝ ፡ ነው ፡ በላቸው ።
- 9 ከመልክተኞች ፡ ብጤ ፡ የሌላኝ ፡ አይደለሁም ፤ በኔም ፡ በናንተም ፡ ምን ፡ እንደሚሠራም ፡ አላውቅም ፤ ወደኔ ፡ የሚወረደውን ፡ እንጅ ፡ ሌላን ፡ አልከተልም ፤ እኔም ፡ ግልጽ ፡ አስፈራሪ ፡ እንጅ ፡ ሌላ ፡ አይደለሁም ፡ በላቸው ።
- 10 (ሙሐመድ ፡ ሆይ !) በላቸው ፡ — እስቲ ፡ ንገሩኝ ፤ (ቁርአን) ፡ ከአላህ ፡ ዘንድ ፡ ቢሆን ፤ በርሱም ፡ ብትከዱ ፤ ከእስራኤል ፡ ልጆችም ፡ መስካሪ ፡ በብጤው ፡ (በርሱ) ፡ ላይ ፡ ቢመሰክር ፤ ቢያምንም ፤ (ከእምነት) ፡ ብትከሩም ፤ (በዳይ ፡ አትሆኑምን ?) አላህ ፡ በእርግጥ ፡ በደላኞችን ፡ ሕዝቦች ፡ አያቀናም ።
- 11 እነዚያም ፡ የካዱት ፡ ሰዎች ፡ ስለእነዚያ ፡ ስለ ፡ አመኑት ፡ ሰዎች ፡ (እምነቱ) ፡ መልካም ፡ ነገር ፡ በሆነ ፡ ኖሮ ፡ ወደርሱ ፡ ባልቀደሙን ፡ ነበር ፡ አሉ ፤ በርሱም ፡

- ባልተመሩ ፡ ጊዜ ፡ ይህ ፡ (ቁርአን) ፡ ጥንታዊ ፡ ቅጥፈት ፡ ነው ፡ ይላሉ ።
- 12 ከበፊቱም ፡ የሙሳ ፡ መጽሐፍ ፡ መሪና ፡ ጸጋ ፡ ሲሆን ፡ አልለ ፤ ይህም ፡ እነዚያን ፡ የበደሉትን ፡ ሊያስፈራራ ፡ በዐረብኛ ፡ ቋንቋ ሲሆን ፡ (የፊቶቹን ፡ መጽሐፍት) ፡ አረጋጋጭ ፡ መጽሐፍ ፡ ነው ፤ ለበጎ ፡ አድራጊዎችም ፡ ብስራት ፡ ነው ።
- 13 እነዚያ ፡ — ጌታችን ፡ አላህ ፡ ነው ፡ ያሉ ፡ ከዚያም ፡ ቀጥ ፡ ያሉ ፡ በነርሱ ፡ ላይ ፡ ፍርሃት ፡ የለባቸውም ። እነሱም ፡ አያዘኑም ።
- 14 እነዚያ ፡ የገነት ፡ ጓዶች ፡ ናቸው ፤ በርሷ ፡ ውስጥ ፡ ዘውታሪዎች ፡ ሲሆኑ ፤ በዚያ ፡ ይሠሩት ፡ በነበሩት ፡ ምክንያት ፡ ታላቅን ፡ ምንዳ ፡ (ይመነዳሉ) ።
- 15 ሰውንም ፡ በወላጆቹ ፡ በጎ ፡ መዋልን ፡ በጥብቅ ፡ አዘዘነው ፤ እናቱ ፡ በችግር ፡ ላይ ፡ ሆና ፡ አረገዘችው ፤ በችግርም ፡ ወለደችው ፤ እርግዝናውና ፡ ከሙት ፡ መለያውም ፡ ሠላሳ ፡ ወር ፡ ነው ። ጥንካሬውንም ፡ ወቅት ፡ በደረሰ ፡ ጊዜ ፡ (ከዚያ ፡ አልፎ) ፡ አርባ ፡ ዓመትንም ፡ በደረሰ ፡ ጊዜ ፡ ጌታዬ ፡ ሆይ ! ያችን ፡ በኔ ፡ ላይና ፡ በወላጆቹ ፡ ላይ ፡ የለገሰካትን ፡ ጸጋህን ፡ እንዳመሰግን ፡ የምትወደውንም ፡ መልካም ፡ ሥራ ፡ እንድሠራ ፡ ምራኝ ፤ ዘርጅንም ፡ ለኔ ፡ አብጅልኝ ፤ እኔ ፡ ወዳንተ ፡ ተመሰክራለሁ ፤ እኔም ፡ ከሙሰሊሞች ፡ ነኝ ፡ አለ ። (1)

1 ይህ ፡ ስለ ፡ እቡ ፡ በከር ፡ የተነገረ ፡ ነው ፡ ይባላል ።

- 16 እነዚህ : (ይህንን : ባዮች) : በገንት : ጓዶች : ውስጥ : ሲኾኑ : እነዚያ : ከሠሩት : ሥራ : መልካሙን : ከነሱ : የምንቀበላቸውና : ከገጠአቶቻቸውም : የምናልፋቸው : ናቸው ። ያንን : ተስፋ : ይስበጡት : የነበሩትን : እውነተኛ : ቀጠሮ : (እንሞላላቸዋለን) ።
- 17 ያንንም : ለወላጆቹ : ፎህ : ለናንተ : ከኔ : በፊት : የክፍል : ዘመናት : ሰዎች : (ሳይወጡ) : በእርግጥ : ያለፉ : ሲኾኑ : (ከመቃብር) : እንደወጣ : ታስፈራሩ ችላችሁን ? ያለውን : ሁለቱም : (ወላጆቹ) : አላህን : የሚለምኑ : ሲኾኑ : (ባታምን) : ወዮልህ ፤ እመን ፤ የአላህ : ቀጠሮ : እርግጠኛ : ነው : (ሲሉት) : ይህ : የፊተኞቹ : ሰዎች : ጽሑፍ : ተረቶች : እንጅ : ሌላ : አይደለም : የሚለውንም : ሰው (አስታውስ) ።
- 18 እነዚህ : እነዚያ : ከጋኔንም : ከሰውም : ከነሱ : በፊት : ካለፉት : ሕዝቦች : ጋር : ቃሉ : በነሱ : ላይ : የተረጋገጠባቸው : ናቸው ፤ እነርሱ : ከሳሪዎች : ነበሩና ።
- 19 ለሁሉም : ከሠሩት : ሥራ : ደረጃዎች : አሏቸው ። ሥራዎቻቸውንም : ይሞላላቸው : ዘንድ : (ይህንን : መንዳቸው) : እነርሱም : አይበደሉም ።
- 20 እነዚያም : የካዱት : በእሳት : ላይ : በሚጋፈጡ : ቀን : ጣፋጮቻችሁን : በእነስተኛይቱ : ሕይወታችሁ : አሳለፋችሁ ፤ በርሷም : ተጣቀማችሁ ፤ ስለዚህ : በምድር : ላይ : ያለ : አግባብ : ትኩሩ : በነበራችሁትና : ታምጡ : በነበራችሁት : ዛሬ : የወርደትን :

- ቅጣት : ትመንዳላችሁ ፤ (ይባላሉ) ።
- 21 የዓድንም : ወንድም : (ሁድን) : ሕዝቦቹን : በአሕቃፍ : (1) ባስጠነቀቀ : ጊዜ : አውሳላቸው ፤ በስተፊቱና : በስተኋላውም : ብዙ : አስፈራሪዎች : በእርግጥ : አልፈዋል ። ከአላህ : በስተቀር : አትገዙ : እኔ : በናንተ : ላይ : የከባድ : ቀንን : ቅጣት : አፈራላችኋለሁና : በማለት : (ባስጠነቀቀ : ጊዜ) ።
- 22 ከአማልክቶቻችን : ልታዞረን : መጣህብን ? ከውነተኞቹም : እንደኾንክ : የምትዘትብንን : (ቅጣት) : አምጣው : አሉ ።
- 23 ዕውቀቱ : (2) አላህ : ዘንድ : ብቻ : ነው ፤ ያንን : በርሱ : የተላከሁበትንም : አደርስላችኋለሁ ፤ ግን : እኔ : የምትሳሳቱ : ሕዝቦች : ኾናችሁ : አያችኋለሁ : አላቸው ።
- 24 ሸለቆዎቻቸውን : ተቅጣጪ : አግዳሚ : ደመና : ኾኖ : ባዩትም : ጊዜ : ይህ : አዝናቢያችን : የኾነ : ደመና : ነው : አሉ ፤ (ሁድም) : አይደለም ፤ እርሱ : ያ : በርሱ : የተቻኮላችሁበት : መዐት : ነው ፤ በውስጡ : አሳማሚ : ስቃይ : ያለባት : ነፋስ : ናት ።
- 25 በጌታዎ : ትእዛዝ : እንዳቹን : ሁሉ : ታጠፋለች : (አላቸው) ፤ ከመኖሪያዎቻቸውም : በስተቀር : ምንም : የማይታዩ : ኾኑ ፤ እንደዚህ : አመጣኞችን : ሕዝቦች : ሁሉ : እንቀጣለን ።

1 በእሸጥግዎቹ : ስፍራዎች ፤
 2 የመምጣውን : ጊዜ : ግወት ።

- 26 በዚያም : እናንተን : በርሱ : ባላስመቸንበት : (ድሎት) : በእርግጥ : አስመቸናቸው ፤ ለነርሱም : መስሚያንና : ማያዎችን : ልቦችንም : አደረግንላቸው : ግን : መስሚያቸውና : ማያዎቻቸው : ልቦቻቸውም : ከነሱ : ምንም : አልጠቀሟቸውም ፤ በአላህ : አንቀጾች : ይክዱ : ነበሩና ፤ በነርሱም : ላይ : ያ : በርሱ : ይሳለቁበት : የነበሩት : ቅጣት : ወረደባቸው ።
- 27 ከከተሞችም : እነዚያን : በአካባቢያችሁ : የነበሩትን : በእርግጥ : አጠፋን ፤ (ከክሕደታቸው) : ይመለሱም ፤ ዘንድ : አስረጃዎችን : መላለስን ።
- 28 እነዚያም : መቃረቢያ : ይኾኑ : ዘንድ : ከአላህ : ሌላ : አማልክት : አድርገው : የያዙዋቸው : አይረዷቸውም : ኖሯልን ? በእርግጥ : ከነሱ : ራቁ ፤ ይህም : ውሸታቸውና : (በልማድ) : ይቀጥፉት : የነበሩት : ነው ።
- 29 ከጋኔን : የኾኑን : ጭፍሮች : ቁርአንን : የሚያዳምጡ : ሲኾኑ : ወዳንተ : ባዞርን : ጊዜም : (አስታውስ) ፤ በተጣዱትም : ጊዜ : ዝም : ብላችሁ : አዳምጡ : ተባባሉ ፤ በተጨረሰም : ጊዜ : አስጠንቃቂዎች : ኾነው : ወደ : ሕዝቦቻቸው : ተመለሱ ።
- 30 አሉም :— ሕዝቦቻችን : ሆይ ! እኛ : ከሙሳ : በኋላ : የተወረደን : መጽሐፍ : በፊቱ : ያለውን : (መጽሐፍ) : የሚያረጋግጥ : ወደ : እውነትና : ወደ : ቀጥተኛ : መንገድ : የሚመራ : የኾነን : ሰማን ።

- 31 ወገኖቻችን : ሆይ ! የአላህን : ጠሪ : ተቀበሉ ፤ በርሱም : እመኑ ፤ (አላህ) : ከገጠአቶቻችሁ : ለናንተ : ይምራልና ፤ ከአሳማሚ : ቅጣትም : ያድናችኋልና ።
- 32 የአላህንም : ጠሪ : የማይቀበል : ሰው : በምድር : ውስጥ : የሚያመልጥ : አይደለም ፤ ከርሱም : ሌላ : ለርሱ : ረዳቶች : የሉትም ፤ እነዚያ : በግልጽ : ስሕተት : ውስጥ : ናቸው : (አሉ) ።
- 33 ያ : ሰማያትንና : ምድርን : የፈጠረ : እነርሱንም : በመፍጠሩ : ያልደከመው : አላህ ፤ ሙታንን : ሕያው : በማድረግ : ላይ : ቻይ : መኾኑን : አላስተዋሉምን ? (በማሰነሳት) : ቻይ : ነው ። እርሱ : በነገሩ : ሁሉ : ላይ : ቻይ : ነውና።
- 34 እነዚያም : የካዱት : ሰዎች : በእሳት : ላይ : በሚቀረቡ : ቀን : ይህ : እውነት : አይደለምን ? (ይባላሉ) ፤ እውነት : ነው ፤ በጌታችን : ይኾንብን ፤ ይላሉ ፤ (አላህም) : ትክዱ : በነበራችሁት : ምክንያት : ቅጣቱን : ቅመሱ : ይላቸዋል ።
- 35 ከመልክተኞችም : የቆራጥነት : ባለቤቶች : የኾኑት : እንደ : ታገሡ : ሁሉ : ታገሥ ፤ ለነርሱም : (ለሕዝቦችህ : ቅጣት) : አትቻኮል ፤ ያንን : የሚስፈራሩበትን : ቅጣት : በሚያዩ : ቀን : እነሱ : ከቀን : አንዲትን : ሰዓት : እንጅ : እንዳልቆዩ : ይኾናሉ ፤ (ይህ : ቁርአን) : በቂ : ግሣጼ : ነው ፤ አመጣኞችም : ሕዝቦች : እንጅ : (ሌሎች) : ይጥጠፋሉን ?

47ኛ : ሱረቱ : ሙሐመድ : (የሙሐመድ : ምዕራፍ) :: በመ
ዲና : የወረደች : ናት :: አያትዋ : (አንቀጾችዋ) : 38 : ናቸው ::

1 በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም :
ርኅሩህ : በጣም : አዛኝ : በሆነው ::
2 እነዚያ : የካዱ : ከአላህ : መንገ
ድም : የከለከሉ : (አላህ) : ሥራዎ
ቻቸውን : አጠፋባቸው ::
3 ደሀ : እነዚያ : የካዱት : ውሸ
ትን : የተከተሉ : በመኾናቸውና :
እነዚያም : ያመኑት : ከጌታቸው :
የኾነን : እውነት : ስለ : ተከተሉ :
ነው :: እንደዚሁ : አላህ : ለሰ
ዎች : ምሳሌዎቻቸውን : ያብራ
ራል ::
4 እነዚያንም : የካዱትን : (በጦር :
ላይ) : ባገኛችሁ : ጊዜ : ጫንቃ
ዎችን : በኅይል : ምቱ :: ባደከማ
ችላችሁም : ጊዜ : (አትግደሏ
ቸው : ማርኳቸው) :: ማሠራያው
ንም : አጥብቁ :: በኋላም : ወይም :
በነጻ : ትለቋቸዋላችሁ :: ወይም :
ትበገኙቸዋላችሁ : (ይህም) : ጦሪ
ቱ : መሣሪያዎን : እስከምትጥል :
ድረስ : ነው :: (ነገሩ) : ደሀ : ነው ::
አላህም : ቢሻ : ከነሱ : (ያለጦር) :
በተበቀለ : ነበር :: ግን : ከፊላች
ሁን : በከፊሉ : ሊሞክር : (በዚህ :
አዘዛችሁ) :: እነዚያንም : በአ

ላህ : መንገድ : ላይ : የተገደሉ
ትን : ሥራዎቻቸውን : ፈጽሞ :
አያጠፋባቸውም ::
5 በእርግጥ : ይመራቸዋል :: ኹኔታ
ቸውንም : ሁሉ : ያበጃል ::
6 ገነትንም : ያገባቸዋል :: ለነሱ :
አስታውቋታል ::
7 እላንተ : ያመናችሁ : ሆይ ! አላ
ህን : (ሃይማኖቱን) : ብትረዱ :
ይረዳችኋል :: ጫማዎቻችሁንም :
ያደላድላልል ::
8 እነዚያም : የካዱት : ለነሱ :
ጥፋት : ተገባቸው :: ሥራዎቻቸ
ውንም : አጠፋባቸው ::
9 ደሀ : እነሱ : አላህ : ያወረደውን :
ስለጠሉ : ነው :: ስለዚህ : ሥራዎ
ቻቸውን : አበላሽባቸው ::
10 የነዚያ : ከነሱ : በፊት : የነበሩት :
(ከሐዲዎች) : መጨረሻ : እን
ዴት : እንደ : ነበረ : ያዩ : ዘንድ :
በምድር : ላይ : አልኹዱምን ?
አላህ : በነርሱ : ላይ : (ያላቸውን :
ሁሉ) : አጠፋባቸው :: ለከሐዲ
ዎችም : ሁሉ : ብጢዎችዋ :
አልሏቸው ::
11 ደሀ : አላህ : የነዚያ : ያመኑት :
ሰዎች : ረዳት : ስለ : ኾነና : ከሐ
ዲዎችም : ለነሱ : ረዳት : ስለሌላ
ቸው : ነው ::
12 አላህ : እነዚያን : ያመኑትንና :
መልካሞችን : የሠሩትን : ከሥ
ሮቻቸው : ወንዞች : የሚፈሱባ

ቸውን : ገነቶች : ያገባቸዋል ::
እነዚያም : የካዱት : (በቅርቢቱ :
ዓለም) : ይጠቀማሉ :: እንስሳዎ
ችም : እንደሚበሉ : ይበላሉ ::
እሳትም : ለነርሱ : መኖሪያቸው :
ናት ::
13 ከከተማም : እርሷ : ከዚያች :
ካወጣችሁ : ከተማህ : ይበልጥ :
በኅይል : ጠንካራ : የኾነች :
(ባለቤቶችዋን) : ያጠፋናቸው :
ብዙ : ናት :: ለነርሱም : ረዳት :
አልነበራቸውም ::
14 ከጌታው : በኾነች : አስረጅ :
ላይ : የኾነ : ምእምን : ክፉ :
ሥራቸው : ለነርሱ : እንደ :
ተሸለመላቸውና : ዝንባሌዎቻቸ
ውን : እንደ : ተከተሉት : ነውን ?
15 የዚያች : ጥንቁቆቹ : ተስፋ : የተ
ሰጧት : ገነት : ምስል : በው
ስጧ : ሺታው : ከማይለውጥ :
ውሃ : ወንዞች : ጣዕሙ : ከማይ
ለወጥ : ወተትም : ወንዞች :
ለጠጪዎች : ሁሉ : ጣፋጭ :
ከኾነች : የወይን : ጠጅም :
ወንዞች : ከተነጠረ : ማርም :
ወንዞች : አሉባት :: ለነሱም :
በውስጧ : ከፍሬዎች : ሁሉ :
(በያይነቱ) : ከጌታቸው : ምሕ
ረትም : አላቸው : (በዚች : ገነት :
ውስጥ : ዘውታሪ : የኾነ : ሰው) :
እርሱ : በእሳት : ውስጥ : ዘው
ታሪ : እንደ : ኾነ : ሰው : ሞቃ
ትንም : ውሃ : እንደ : ተጋቱ :
አንጀቶቻቸውንም : ወዲያውኑ :
እንደ : ቆራረጠው : ነውን ?
(አይደለም) ::
16 ከነሱም : ወዳንተ : የሚያዳምጡ :
አልሉ :: ከአንተም : ዘንድ : በወ
ጡ : ጊዜ : ለነዚያ : ዕውቀት :

ለተሰጡት : አሁን : ምን : አለ ?
ይላሉ :: እነዚህ : እነዚያ : በል
ቦቻቸው : ላይ : አላህ : ያተመ
ባቸው : ዝንባሌዎቻቸውንም :
የተከተሉ : ናቸው ::
17 እነዚያም : የተመሩት : (አላህ) :
መመራትን : ጨመረላቸው ::
(ከእሳት) : መጠበቂያቸውንም :
ሰጣቸው ::
18 ሰዓቲቱንም : ድንገት : የምት
መጣባቸው : መኾንዎን : እንጅ :
ይጠባበቃሉን ? ምልክቶችዎም :
በእርግጥ : መጥተዋል :: በመጣ
ቻቸውም : ጊዜ : ማስታወሳ
ቸው : ለነርሱ : እንዴት : ይጠ
ቅማቸዋል ?
19 እነሆ : ከአላህ : ሌላ : አምላክ :
አለመኖሩንም : ዕውቅ :: ስለ :
ስሕተትህም : ለምእምናንም :
ምሕረትን : ለምን :: አላህም :
መዘዋወሪያችሁን : መርጊያችሁ
ንም : ያውቃል ::
20 እነዚያም : ያመኑት : ሰዎች :
(መታገል : ያለባት) : ሱራ :
አትወርድም : ኖሮአልን ? ይላሉ ::
የጠነከረችም : ሱራ : በተወረ
ደችና : በውስጧም : መጋደል :
በተወሳ : ጊዜ : እነዚያን : በልቦ
ቻቸው : ውስጥ : (የንፍቅና) :
በሺታ : ያለባቸውን : ሰዎች :
ከሞት : የኾነ : መከራ : በርሱ :
ላይ : እንደ : ወደቀበት : ሰው :
አስተያየት : ወዳንተ : ሲመለ
ከቱ : ታያቸዋለህ :: ለነሱም :
ወየላቸው ::
21 ታዛዥነትና : መልካም : ንግ
ግር : (ይሻላቸዋል) : ትእዛዙም :
ቁርጥ : በኾነ : ጊዜ : ለአላህ :

(ትእዛዝ) : እውነተኛች : በኾኑ : 30 ማሻገር ፡ ፍሮ ፡ እነሱን ፡ ባላየን ህና ፡ በምልክታቸውም ፡ በእርግጥ ፡ ባወቅገቸው ፡ ነበር ፤ ንግግርንም ፡ በማሸጥራቸው ፡ በእርግጥ ፡ ታውቃቸዋለህ ። አላህም ፡ ሥራዎቻችሁን ፡ ያውቃል ።

22 ብትሸሽሙም ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ ማበላሸትን ፡ ዝምድናችሁንም ፡ መቁረጥን ፡ ከጀላችሁን ?

23 እነዚህ ፡ እነዚያ ፡ አላህ ፡ የረገማቸው ፤ ያደነቆራቸውም ፡ ዓይኖቻቸውንም ፡ ያወራቸው ፡ ናቸው ።

24 ቁርአንንም ፡ አያስተነትኑምን ? በውነቱ ፡ በልቦቻቸው ፡ ላይ ፡ ቁልፎቿ ፡ አልሉባትን ?

25 እነዚያ ፡ ለነሱ ፡ ቅኑ ፡ መንገድ ፡ ከተብራራላቸው ፡ በኋላ ፡ ወደ ፡ ኋላቸው ፡ የተመለሱት ፡ ሰይጣን ፡ ለነሱ ፡ መመለሳቸውን ፡ ሸለመላቸው ፤ ለነሱም ፡ አዝዘናጋቸው ።

26 ይህ ፡ እነሱ ፡ ለነዚያ ፡ አላህ ፡ ያወረደውን ፡ ለጠሉት ፡ በነገሩ ፡ ከፊል ፡ እንታዘዛችኋለን ፡ ያሉ ፡ በመኾናቸው ፡ ነው ፤ አላህም ፡ መደበቃቸውን ፡ ያውቃል ።

27 መላእክትም ፡ ፈቶቻቸውንና ፡ ጀርባቸውን ፡ የሚመቱ ፡ ሲኾኑ ፡ በገደሉዋቸው ፡ ጊዜ ፡ (ኹኔታቸው) ፡ እንዴት ፡ ይኾናል ?

28 ይህ ፡ እነርሱ ፡ አላህን ፡ ያስቆጣውን ፡ ነገር ፡ ስለ ፡ ተከተሉ ፡ ውዴታውንም ፡ ስለ ፡ ጠሉ ፡ ነው ። ስለዚህ ፡ ሥራዎቻቸውን ፡ አበላሸባቸው ።

29 እነዚያ ፡ በልቦቻቸው ፡ ውስጥ ፡ በሸታ ፡ ያለባቸው ፡ አላህ ፡ ቂሞቻቸውን ፡ አለማውጣቱን ፡ ጠረጠሩን ?

30 በሻገም ፡ ፍሮ ፡ እነሱን ፡ ባላየን ህና ፡ በምልክታቸውም ፡ በእርግጥ ፡ ባወቅገቸው ፡ ነበር ፤ ንግግርንም ፡ በማሸጥራቸው ፡ በእርግጥ ፡ ታውቃቸዋለህ ። አላህም ፡ ሥራዎቻችሁን ፡ ያውቃል ።

31 ከናንተም ፡ ታጋዮቹንና ፡ ታጋሾቹን ፡ እስከምናውቅ ፡ ወራዎቻችሁንም ፡ እስከምንገልጽ ፡ ድረስ በእርግጥ ፡ እንሞክራችኋለን ።

32 እነዚያ ፡ የካዱና ፡ ከአላህም ፡ መንገድ ፡ ያገዱ ፡ ለነርሱም ፡ ቅኑ ፡ መንገድ ፡ ከተገለጸላቸው ፡ በኋላ ፡ መልክተኛውን ፡ የተከራከሩ ፡ አላህን ፡ በምንም ፡ አይገዱትም ፤ ሥራዎቻቸውንም ፡ በእርግጥ ፡ ያበላሻል ።

33 እናንተ ፡ ያመናችሁ ፡ ሆይ ፡ አላህን ፡ ተገዙ ፤ መልክተኛውንም ፡ ታዘዙ ፤ ሥራዎቻችሁንም ፡ አታበላሹ ።

34 እነዚያ ፡ የካዱ ፡ ከአላህም ፡ መንገድ ፡ ያገዱ ፡ ከዚያም ፡ እነሱ ፡ ከሐዲዎች ፡ ኾነው ፡ የሞቱ ፡ አላህ ፡ ለነሱ ፡ በፍጹም ፡ አይምርም ።


35 እናንተም ፡ አሸናፊውቹ ፡ ስትኾኑ ፡ አላህም ፡ ከናንተ ፡ ጋር ፡ ሲኾን ፡ አትድከሙ ፤ ወደ ፡ ዕርቅም ፡ አትጥሩ ፤ ሥራዎቻችሁንም ፡ ፈጽሞ ፡ አያገድልባችሁም ።

36 ቅርቢቱ ፡ ሕይወት ፡ ጫወታና ፡ ዛዛታ ፡ ብቻ ፡ ናት ፤ ብታምኑም ፡ ብትጠነቀቁም ፡ ምንዳዎቻችሁን ፡ ይሰጣችኋል ፤ ገንዘቦቻችሁንም ፡ (ሁሉ) ፡ አይጠይቃችሁም ።

37 እርሷን ፡ ቢጠይቃችሁና ፡ ችክ ፡ ቢልባችሁ ፡ ትሰበታላችሁ ፡ ቂሞቻችሁንም ፡ ያወጣል ።

38 ንቁ ፡ እናንተ ፡ እነዚያ ፡ በአላህ ፡ መንገድ ፡ ትለግሱ ፡ ዘንድ ፡ የምትጠሩ ፡ ናችሁ ፤ ከናንተም ፡ ውስጥ ፡ የሚሰስት ፡ ሰው ፡ አልለ፤

የሚሰስትም ፡ ሰው ፡ የሚሰስተው ፡ በራሱ ፡ ላይ ፡ ብቻ ፡ ነው ፤ አላህም ፡ ከበርቱ ፡ ነው ፤ እናንተም ፡ ድኾች ፡ ናችሁ ፤ ብትሸሹም ፡ ሌሎችን ፡ ሕዝቦች ፡ ይለውጣል ፤ ከዚያም ፡ (ባለመታዘዝ) ብጤዎቻችሁ ፡ አይኾኑም ።



በአላህ ፡ ስም ፡ እጅ ፡ በጣም ፡ ርኅሩህ ፡ በጣም ፡ አዛኝ ፡ በሆነው ።

1 እኛ ፡ ላንተ ፡ ግልጽ ፡ የኾነን ፡ መክፈት ፡ ከፈትንልህ ።

2 አላህ ፡ ከኃጢአትህ ፡ ያለፈውንና ፡ የሚመጣውን ፡ ላንተ ፡ ሊምር ፡ ጸጋውንም ፡ ባንተ ፡ ላይ ፡ ሊሞላ ፡ ቀጥተኛውንም ፡ መንገድ ፡ ሊመራህ ፡ (ከፈተልህ) ።

3 አላህ ፡ ብርቱን ፡ እርዳታ ፡ ሊረዳህም ፡ (ከፈተልህ) ።

4 እርሱ ፡ ያ ፡ በምእምናን ፡ ልቦች ፡ ውስጥ ፡ ከእምነታቸው ፡ ጋር ፡ እምነትን ፡ ይጨምሩ ፡ ዘንድ ፡ እርጋታን ፡ ያወረደ ፡ ነው ፤ ለአላህም ፡ የሰማያትና ፡ የምድር ፡ ሰራዊቶች ፡ አልሉት ፤ አላህም ፡ ዐዋቂ ፡ ጥበበኛ ፡ ነው ።

5 ምእምናንንና ፡ ምእምናትን ፡ ከሥሮቻቸው ፡ ወንዞች ፡ የሚፈሱባቸውን ፡ ገነቶች ፡ በውስጣ

ቸው ፡ ዘውታሪዎች ፡ ሲኾኑ ፡ ሊያገባቸው ፡ ከነሱም ፡ ኃጢአቶቻቸውን ፡ ሊያብሰላቸው ፡ (በትግል ፡ አዘዛቸው) ፤ ይህም ፡ ከአላህ ፡ ዘንድ ፡ የኾነ ፡ ታላቅ ፡ ማግኘት ፡ ነው ።

6 በአላህም ፡ ክፉ ፡ ጥርጣሬን ፡ ተጠራጣሪዎቹን ፡ መናፍቃንና ፡ መናፍቃትን ፡ ወንዶች ፡ አጋሪዎችንና ፡ ሴቶች ፡ አጋሪዎችንም ፡ (1) ያሰቃይ ፡ ዘንድ ፡ (በትግል ፡ አዘዘ) ፤ በነሱ ፡ ላይ ፡ ክፉ ፡ ከባቢ ፡ አለባቸው ፤ በነሱም ፡ ላይ ፡ አላህ ፡ ተቆጣባቸው ፤ ረገማቸውም ፤ ለነሱም ፡ ገህነምን ፡ አዘጋጀላቸው ፤ መመለሻነትዎም ፡ ከፋች ።

7 ለአላህም ፡ የሰማያትና ፡ የምድር ፡ ሰራዊቶች ፡ አልሉት ፤ አላህም ፡ አሸናፊ ፡ ጥበበኛ ፡ ነው ።

8 እኛ ፡ መስካሪ ፡ አብላሪና ፡ አስ

1 ጣዖታትን ፡ በአላህ ፡ የሚያጋሩትን ።

ፈራሪም ፡ አድርገን ፡ በእርግጥ ፡ ላክንህ ።

9 በአላህ ፡ ልታምኑ ፡ በመልክተኛውም ፡ (ልታምኑ) ፡ ልትረዱትም ልታከብሩትም ፡ (አላህን) ፡ በጣትና ፡ ከቀትር ፡ በኋላ ፡ ልታወድሱትም ፡ (ላክነው) ።

10 እነዚያ ፡ ቃል ፡ ከዳን ፡ የሚጋቡህ ፡ ቃል ፡ ከዳን ፡ የሚጋቡት ፡ አላህን ፡ ብቻ ፡ ነው ፤ የአላህ ፡ እጅ ፡ (ገይሉ) ፡ ከእጆቻቸው ፡ በላይ ፡ ነው ፤ ያፈረሰም ፡ ሰው ፡ የሚያፈርሰው ፡ በነፍሱ ፡ ላይ ፡ ብቻ ፡ ነው ፤ በርሱ ፡ ላይ ፡ አላህን ፡ ቃል ፡ ከዳን ፡ የተጋባበትን ፡ የሞላም ፡ ሰው ፡ ታላቅ ፡ ምንዳን ፡ በእርግጥ ፡ ይሰጠዋል ።

11 ከአዕራብ ፡ ሰዎች ፡ (1) እነዚያ ፡ (ከዘመቻ) ፡ ወደ ፡ ኋላ ፡ የቀሩት ፡ ለአንተ ፡ ገንዘቦቻቸውን ፡ ቤተ ፡ ሰቦቻችን ፡ አስቸገሩን ፤ ስለዚህ ፡ ምሕረትን ፡ ለምንልን ፤ ይሉሃል ፤ በልቦቻቸው ፡ ውስጥ ፡ የሌለውን ፡ ነገር ፡ በምላሶቻቸው ፡ ይናገራሉ ፤ (አላህ) ፡ በናንተ ፡ ላይ ፡ ጉዳትን ፡ ቢሻ ፡ ወይም ፡ በናንተ ፡ መጥቀምን ፡ ቢሻ ፡ ከአላህ ፡ (ለማገድ) ፡ ለናንተ ፡ እንዳችን ፡ የሚችል ፡ ማነው? በውነቱ ፡ አላህ ፤ በምትሠሩት ፡ ሁሉ ፡ ውስጥ ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ፡ በላቸው ።

12 ይልቁንም ፡ መልክተኛውና ፡ ምእምናኖቹ ፡ ወደ ፡ ቤተሰቦቻቸው ፡ ፈጽሞ ፡ አለመመለሳቸውን ፡ ጠረጠራችሁ ፤ ይህም ፡ በልቦቻችሁ ፡ ውስጥ ፡ ተሸለመላችሁ ፤ መጥፎንም ፡ መጠርጠር ፡

ጠረጠራችሁ ፤ ጠፊዎች ፡ ሕዝቦችም ፡ ሽናችሁ ።

13 በአላህና ፡ በመልክተኛው ፡ ያላመነም ፡ ሰው ፡ እኛ ፡ ለከሐዲዎች ፡ እሳትን ፡ አዘጋጅተናል ።

14 የሰማያትና ፡ የምድር ፡ ንግሥናም ፡ የአላህ ፡ ነው ፤ ለሚሻው ፡ ሰው ፡ ይምራል ፤ የሚሻውንም ፡ ይቀጣል ፤ አላህም ፡ መሐሪ ፡ አዛኝ ፡ ነው ።

15 ወደ ፡ ዘረፋዎች ፡ ልትይዟት ፡ በኪዳችሁ ፡ ጊዜ ፡ እነዚያ ፡ ወደ ፡ ኋላ ፡ የቀሩት ፡ ሰዎች ፡ ተዉን ፡ እንከተላችሁ ፡ ይሏችኋል ፤ (በዚህም) ፡ የአላህን ፡ ቃል ፡ ሊለውጡ ፡ ይፈልጋሉ ፤ ፈጽሞ ፡ አትከተሉንም ፤ እንደዚህችሁ ፡ (ቃል) ፡ ከዚህ ፡ በፊት ፡ አላህ ፡ በሏል ፡ በላቸው ፡ ይልቁንም ፡ ትመቀኙናላችሁ ፡ ይላሉም ፤ በውነት ፡ እነርሱ ፡ ጥቂትን ፡ እንጅ ፡ የማያውቁ ፡ ነበሩ ።

16 ከአዕራቦች ፡ ወደ ፡ ኋላ ፡ ለቀሩት ፡ በላቸው ፡ የብርቱ ፡ ጭካኔ ፡ ባለ ፡ ቤት ፡ ወደ ፡ ሽን ፡ ሕዝቦች ፡ (ውጊያ) ፡ ወደፊት ፡ ትጥጠራላችሁ ፤ ትጋደሏቸዋላችሁ ፤ ወይም ፡ ይሰልማሉ ፤ ብትታዘዙም ፡ አላህ ፡ መልካም ፡ ምንዳን ፡ ይሰጣችኋል ፤ ከአሁን ፡ በኋላ ፡ እንደ ፡ ሸኝችሁ ፡ ብትሸሹም ፡ አሳማሚን ፡ ቅጣት ፡ ይቀጣችኋል ።

17 በዕውር ፡ ላይ ፡ (ከዘመቻ ፡ በመቅረቱ) ፡ ኃጢአት ፡ የለበትም ፡ በአንካሳም ፡ ላይ ፡ ኃጢአት ፡ የለበትም ፡ በባሽተኛም ፡ ላይ ፡ ኃጢአት ፡ የለበትም ፡ አላህንና ፡ መልክተኛውንም ፡ የሚታዘዝ ፡ ሰው ፡ ከሥሮቻቸው ፡

ወንዞች ፡ የሚፈሰባቸውን ፡ ገነቶች ፡ ያገባዋል ፤ የሚሸሸውንም ፡ ሰው ፡ አሳማሚውን ፡ ቅጣት ፡ ይቀጣዋል ።

18 ከምእምናኖቹ ፡ በዛሬቱ ፡ ሥር ፡ ቃል ፡ ከዳን ፡ በሚጋቡህ ፡ ጊዜ ፡ አላህ ፡ በእርግጥ ፡ ወደደ ፤ በልቦቻቸውም ፡ ውስጥ ፡ ያለውን ፡ ዐወቀ ፤ በነሱም ፡ ላይ ፡ እርጋታን ፡ አወረደ ፤ ቅርብ ፡ የሆነንም ፡ መክፈት ፡ መነዳቸው ።

19 ብዙዎች ፡ ዘረፋዎችንም ፡ የሚወስዷቸው ፡ የሆኑን ፡ (መነዳቸው) ፤ አላህም ፡ አሸናፊ ፡ ጥበባኛ ፡ ነው ።

20 አላህ ፡ ብዙዎችን ፡ ዘረፋዎች ፡ የምትወስዷቸው ፡ የሆኑን ፡ ተስፋ ፡ አደረገላችሁ ፤ ይህችንም ፡ ለናንተ ፡ አስቸኮለላችሁ ፤ ከናንተም ፡ የሰዎችን ፡ እጆች ፡ ከለከለላችሁ ፤ (ልታመሰግኑትና) ፡ ለምእምናንም ፡ ምልክት ፡ እንድትሾን ፤ ቀጥተኛውን ፡ መንገድ ፡ ይመራችሁም ፡ ዘንድ ፡ (ይህንን ፡ ሠራላችሁ) ።

21 ሌላይቱንም ፡ በርሷ ፡ ላይ ፡ ገና ፡ ያልቻላችኋትን ፡ አላህ ፡ ያወቃትን ፡ (ለናንተ ፡ አዘጋጃት) ፤ አላህም ፡ በነገሩ ፡ ሁሉ ፡ ላይ ፡ ቻይ ፡ ነው ።

22 እነዚያም ፡ የካዱት ፡ (የመካ ፡ ሰዎች ፡ በሑደይቢያ) ፡ በተዋጉዎችሁ ፡ ኖሮ ፡ (ለሺሺት) ፡ ጀርባዎችን ፡ ባዘሩ ፡ ነበር ፤ ከዚያም ፡ ዘመድም ፡ ረዳትም ፡ አያገኙም ።

23 አላህ ፡ ያችን ፡ ከዚህ ፡ በፊት ፡ በርግጥ ፡ ያለፈችውን ፡ ልማድ ፡ ደነገገ ። ለአላህም ፡ ልማድ ፡ ለውጥን ፡ አታገኝም ።

24 እርሱም ፡ ያ ፡ በመካ ፡ ውስጥ ፡ በነሱ ፡ ላይ ፡ ካስቻላችሁ ፡ በኋላ ፡ እጆቻቸውን ፡ ከናንተ ፡ ላይ ፡ እጆቻችሁንም ፡ ከነሱ ፡ ላይ ፡ የከለከለ ፡ ነው ። አላህም ፡ የምትሠሩትን ፡ ሁሉ ፡ ተመልካች ፡ ነው ።

25 እነሱ ፡ እነዚያ ፡ የካዱ ፡ ከተከበረው ፡ መስጊድም ፡ የከለከሏችሁ ፡ መሥዋዕቱንም ፡ የታሰረ ፡ ሲሾን ፡ በሰፍራው ፡ እንዳይደርስ ፡ (የከለከለ) ፡ ናቸው ፤ የማታውቋቸው ፡ የሆኑ ፡ ምእመናን ፡ ወንዶችና ፡ ምእመናት ፡ ሴቶች ፡ (ከከሐዲዎቹ ፡ ጋር) ፡ ባልነበሩ ፡ ያለ ፡ ዕውቀት ፡ እነርሱን ፡ መርገጣችሁና ፡ ከነርሱ ፡ (በኩል) ፡ መከፋት ፡ የሚነካችሁ ፡ ባልሆኑ ፡ ኖሮ ፡ (እጆቻችሁን ፡ ባላገድን ፡ ነበር) ፤ አላህ ፡ የሚሻውን ፡ ሰው ፡ በእዝነቱ ፡ ውስጥ ፡ ያገባ ፡ ዘንድ ፡ (እጆቻችሁን ፡ አገደ) ፤ በተለይ ፡ ኖሮ ፡ እነዚያን ፡ ከነሱ ፡ ውስጥ ፡ የካዱትን ፡ አሳማሚን ፡ ቅጣት ፡ በቀጣናቸው ፡ ነበር ።

26 እነዚያ ፡ የካዱት ፡ ደራይቱን ፡ የመሃይምነቱቱን ፡ ደራ ፡ ርእቦቻቸው ፡ ውስጥ ፡ ባደረጉ ፡ ጊዜ ፡ (በቀጣናቸው ፡ ነበር) ፤ አላህም ፡ በመልክተኛው ፡ ላይና ፡ በምእምናኖቹ ፡ ላይ ፡ እርጋታውን ፡ አወረደ ፤ መጥጠቂያዎቹንም ፡ ቃል ፡ አስያዛቸው ፤ በርሷም ፡ ተገቢዎች ፡ ባለቤቶቻቸውም ፡ ነበሩ ፤ አላህም ፡ በነገሩ ፡ ሁሉ ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ።

27 አላህ ፡ ለመልክተኛው ፡ ሕልሙን ፡ (1) እውነተኛ ፡ ሲሾን ፡ አላህ ፡

1 ከዐረብ ፡ ዘላናች ።

1 እርሱና ፡ ወዳጆቹ ፡ በደህና ፡ መካ ፡ ሲገቡ ፡ ያዩውን ።

የሻ፡ እንደ፡ ሆነ፡ ጸጥተኞች፡ ሆኖችሁ፡ ራሶቻችሁን፡ ላጭታችሁ፡ አሳጥራችሁም፡ የማትፈሩ፡ ስትሆኑ፡ የተከበረውን፡ መስጊድ፡ በእርግጥ፡ ትገባላችሁ፤ ያለውን፡ በእርግጥ፡ እውነት፡ አደረገላት። (ከዕርቁ)፡ ያላወቃችሁትንም፡ ነገር፡ ዐወቀ፤ ከዚህም፡ በፊት፡ ቅርብን፡ መክፈት፡ (1) አደረገ።


28 እርሱ፡ ያ፡ መልክተኛውን፡ በመሪ፡ መጽሐፍና፡ በውነተኛ፡ ሃይማኖት፡ በሃይማኖት፡ ሁሉ፡ ላይ፡ ሊያልቀው፡ የላከ፡ ነው። መስካሪም፡ በአላህ፡ በቃ።

29 የአላህ፡ መልክተኛ፡ ሙሐመድ፡ እነዚያም፡ ከርሱ፡ ጋር፡ ያሉት፡ (ወዳጆቹ)፡ በከሓዲዎቹ፡ ላይ፡ ብርቱዎች፡ በመካከላቸው፡ አዛኞች፡ ናቸው። አጉንገሎች፡ ሰጋ

ጆች፡ ሆነው፡ ታያቸዋለህ፤ ከአላህ፡ ችሮታንና፡ ውዴታን፡ ይፈልጋሉ፤ ምልክታቸው፡ ከስግደታቸው፡ ፈለግ፡ ስትኾን፡ በፈቶቻቸው፡ ላይ፡ ናት፤ ይህ፡ በተውራት፡ (የተነገረው)፡ ጠባያቸው፡ ነው፤ በኢንጂልም፡ ውስጥ፡ ምሳሌያቸው፡ ቀንዘሉን፡ እንደአወጣ፡ አዝመራና፡ (ቀንዘሉ)፡ እንዳበረታው፡ እንደ፡ ወፈረምና፡ ገበሬዎቹን፡ የሚያስደንቅ፡ ሆኖ፡ በአገዳዎቹ፡ ላይ፡ ተስተካክሎ፡ እንደ፡ ቆመ፡ (አዝመራ)፡ ነው፤ (ያበረታቸውና፡ ያበዛቸው)፡ ከሓዲዎችን፡ በነሱ፡ ሊያስቆጭ፡ ነው፤ አላህም፡ እነዚያን፡ ያመኑትንና፡ ከነሱ፡ በጎዎችን፡ የሠሩትን፡ ምሕረትንና፡ ታላቅ፡ ምንዳን፡ ተሰፋ፡ አድርጉላቸዋል።

1 የኾኔበርገ፡ መክፈት፡ (ድል)።

ምዕራፍ : 49 : አል-ሐጁራት ። ክፍል : 26 ።



በአላህ፡ ስም፡ እጅግ፡ በጣም፡ ርገሩህ፡ በጣም፡ አዛኝ፡ በኾነው።

1 እላንተ፡ ያመናችሁ፡ ሆይ! በአላህና፡ በመልክተኛው፡ ፊት፡ (ነፍሶቻችሁን)፡ አታስቀድሙ፤ አላህንም፡ ፍሩ፤ አላህ፡ ሰሚ፡ ዐዋቂ፡ ነውና።

2 እናንተ፡ ያመናችሁ፡ ሆይ! ድምጻችሁን፡ ከነቢዩ፡ ድምዕ፡ በላይ፡ ከፍ፡ አታድርጉ፤ ከፊላችሁም፡ ለከፊሉ፡ እንደሚጮህ፡ በንግግር፡ ለርሱ፡ አትጨሁ፤ እናንተ፡ የማታውቁ፡ ስትኾኑ፡ ሥራዎቻችሁ፡ እንዳይበላሹ፡ (ተከልከሉ)።

3 እነዚያ፡ በአላህ፡ መልክተኛ፡ ዘንድ፡ ድምጻቸውን፡ ዝቅ፡ የሚያደርጉ፡ እነዚህ፡ እነዚያ፡ አላህ፡ ልቦቻቸውን፡ ለፍርሃት፡ የፈተናቸው፡ ናቸው። ለነሱም፡ ምሕረትና፡ ታላቅ፡ ምንዳን፡ አላቸው።

4 እነዚያ፡ ከክፍሎቹ፡ ውጭ፡ ሆነው፡ የሚጠሩህ፡ አብዛኞቻቸው፡ አያውቁም።

5 ወደነርሱም፡ እስክትወጣ፡ ድረስ እነርሱ፡ በታገሡ፡ ኖሮ፡ ለነርሱ፡ በላጭ፡ በኾነ፡ ነበር፤ አላህም፡ እጅግ፡ መሐሪ፡ አዛኝ፡ ነው።

6 እላንተ፡ ያመናችሁ፡ ሆይ፡ ነገረኛ፡ ወሬን፡ ቢያመጣላችሁ፡ በስሕተት፡ ላይ፡ ሆናችሁ፡ ሕዝቦችን፡ እንዳትጎዱና፡ በሠራችሁት፡ ነገር፡ ላይ፡ ተጸጸችች፡ እንዳትኾኑ፡ አረጋግጡ።

7 በውስጣችሁም፡ የአላህ፡ መልክተኛ፡ መኖሩን፡ ዕወቁ፤ ከነገሩ፡ በብዙው፡ ቢከተላችሁ፡ ኖሮ፡ በእርግጥ፡ በተሻገራችሁ፡ ነበር፤ ግን፡ አላህ፡ እምነትን፡ ወደናንተ፡ አስወደደ፤ በልቦቻችሁም፡ ውስጥ፡ አጌጠው፤ ክሕደትንና፡ አመጥንም፡ እንቢተኛነትንም፡ ወደናንተ፡ የተጠላ፡ አደረገ፤ እነዚያ፡ (እምነትን፡ የወደዱና፡ ክሕደትን፡ የጠሉ)፡ እነርሱ፡ ቅኖቹ፡ ናቸው።

8 ከአላህ፡ በኾነው፡ ችሮታና፡ ጸጋ፡ (ቅኖች፡ ናቸው)፤ አላህም፡ ዐዋቂ፡ ጥበበኛ፡ ነው።

9 ከምእምናንም፡ የኾኑ፡ ሁለት፡ ጭፍሮች፡ ቢጋደሉ፡ በመካከላቸው፡ አስታርቁ፤ ከሁለቱ፡ አንደኛይቱም፡ በሌላይቱ፡ ላይ፡

ወሰን፡ ብታልፍ፡ ያችን፡ ወሰን፡ የምታልፈውን፡ ወደ፡ አላህ፡ ትእዛዝ፡ እስከምትመለስ፡ ድረስ፡ ተጋደሉ፤ ብትመለስም፡ በመካከላቸው፡ በትክክል፡ አስታርቁ፤ በነገሩ፡ ሁሉ፡ አስተካክሉም፤ አላህ፡ አስተካካዮችን፡ ይወዳልና።

10 ምእመናኖች፡ ወንድማማቾች፡ ናቸው፤ በሁለት፡ ወንድሞቻችሁም፡ መካከል፡ አስታርቁ፤ ይታዘንላችሁም፡ ዘንድ፡ አላህን፡ ፍሩ።

11 እላንተ፡ ያመናችሁ፡ ሆይ፡ ወንዶች፡ ከወንዶች፡ አይቀልዱ፤ ከነርሱ፡ የበለጡ፡ ሊኾኑ፡ ይከጀላልና፤ ሴቶችም፡ ከሴቶች፡ (አይሳለቁ)፤ ከነሱ፡ የበለጡ፡ ሊኾኑ፡ ይከጀላልና፤ ነፍሶቻችሁንም፡ (1) አታነውሩ፤ በመጥፎ፡ ስሞችም፡ አትጠራሩ፤ ከእምነት፡ በኋላ፡ የማመጥ፡ ስም፡ ከፋ፤ ያልተጸጸተም፡ ሰው፡ እነዚያ፡ እነሱ፡ በዳዮቹ፡ ናቸው።

12 እናንተ፡ ያመናችሁ፡ ሆይ፡ ከጥርጣሬ፡ ብዙውን፡ ራቁ፤ ከጥርጣሬ፡ ከፊሉ፡ ኃጢአት፡ ነውና፤ ነውርንም፡ አትከታተሉ፤ ከፊላችሁም፡ ከፊሉን፡ አይማ፤ እንደኛችሁ፡ የወንድሙን፡ ስጋ፡ የሞተ፡ ሆኖ፡ ሊበላው፡ ይወዳልን? (መብላቱን)፡ ጠላችሁትም፤ (ሐሜቱንም፡ ጥሉት)፤ አላህንም፡ ፍሩ፤ አላህ፡ ጸጸትን፡ ተቀባይ፡ አዛኝ፡ ነውና።

13 እላንተ፡ ሰዎች፡ ሆይ፡ እኛ፡ ከወንድና፡ ከሴት፡ ፈጠርናችሁ፤

1 ከፈላችሁ፡ ከፈሉን፡ አይዘለፍ።

እንድትተዋወቁም ፡ ጎሳዎችና ፡
 ነገዶች ፡ አደረግናችሁ ፤ አላህ ፡
 ዘንድ ፡ በላጫችሁ ፡ በጣም ፡ አላ
 ህን ፡ ፈሪያችሁ ፡ ነው ፤ አላህ ፡
 ግልጽን ፡ ዐዋቂ ፡ ውስጥንም ፡
 ዐዋቂ ፡ ነው ።

14 የዐረብ ፡ ዘላኖች ፡ አምነናል ፡
 አሉ ፤ አላመናችሁም ፤ ግን ፡
 ሰልመናል ፡ በሉ ፤ እምነቱም ፡
 በልቦቻችሁ ፡ ውስጥ ፡ ገና ፡ (ጠ
 ልቆ) ፡ አልገባም ፤ አላህንና ፡
 መልክተኛውንም ፡ ብትታዘዙ ፡
 ከሥራዎቻችሁ ፡ ምንንም ፡ አያ
 ጎድልባችሁም ፤ አላህ ፡ መሐሪ ፡
 አዛኝ ፡ ነውና ፡ በላቸው ።

15 (እውነተኛዎቹ) ፡ ምእምናን ፡ እነ
 ዚያ ፡ በአላህና ፡ በመልክተኛው ፡
 ያመኑት ፡ ከዚያም ፡ ያልተጠራ
 ጠሩት ፡ በገንዘቦቻቸውና ፡ በነ
 ፍሶቻቸውም ፡ በአላህ ፡ መን
 ገድ ፡ የታገሉት ፡ ብቻ ፡ ናቸው ፤


እነዚያ ፡ እነሱ ፡ እውነተኞቹ ፡
 ናቸው ።

16 አላህ ፡ በሰማያት ፡ ውስጥ ፡ ያለ
 ውንና ፡ በምድር ፡ ውስጥ ፡ ያለ
 ውን ፡ ሁሉ ፡ የሚያውቅ ፡ ሲኾን ፡
 አላህን ፡ በሃይማኖታችሁ ፡ ታስታ
 ውቁታላችሁን ? በላቸው ፤ አላ
 ህም ፡ በነገሩ ፡ ሁሉ ፡ ዐዋቂ ፡
 ነው ።

17 መስለማቸው ፡ በአንተ ፡ ላይ ፡
 ይመጣደቃሉ ፤ በስልምናችሁ ፡
 በኔ ፡ ላይ ፡ አትመጣደቁ ፤ ይል
 ቁንም ፡ አላህ ፡ ወደ ፡ እምነት ፡
 ስለ ፡ መራችሁ ፡ ይመጣደቅባች
 ኋል ፤ እውነተኞች ፡ ብትኾኑ ፡
 (መመጣደቅ ፡ ለአላህ ፡ ነው) ፤
 በላቸው ።

18 አላህ ፡ የሰማያትንና ፡ የምድርን ፡
 ሩቅ ፡ ምስጢር ፡ ያውቃል ፤ አላ
 ህም ፡ የምትሠሩትን ፡ ሁሉ ፡
 ተመልካች ፡ ነው ።

ምዕራፍ : 50 : ቃፍ ። ክፍል : 26 ።



በአላህ ፡ ስም ፡ እጅግ ፡ በጣም ፡
 ርኅሩኅ ፡ በጣም ፡ አዛኝ ፡ በሆ
 ነው ።

1 ቀ. (ቃፍ) ፡ (1) በተከበረው ፡
 ቁርአን ፡ እምላሊሁ ፤ (በሙሐ
 መድ ፡ አላመኑም) ።

1 የሚኾነው ፡ ነገር ፡ ሁሉ ፡ ተፈርዷል።

2 ይልቁንም ፡ ከነሱ ፡ ጎሳ ፡ የኾነ ፡
 አስፈራሪ ፡ ስለ ፡ መጣላቸው ፡
 ተደነቁ ፤ ከሐዲዎቹም ፡— ይህ ፡
 አስደናቂ ፡ ነገር ፡ ነው ፡ አሉ ።

3 በሞትንና ፡ ዐፈር ፡ በኾን ፡ ጊዜ ፡
 (እንመለሳለን ?) ይህ ፡ ሩቅ ፡
 የኾነ ፡ መመለስ ፡ ነው ፤ (አሉ) ።

4 ከነሱ ፡ (አካል) ፡ ምድር ፡ የምታ
 ጎድለውን ፡ በእርግጥ ፡ ዐውቀ
 ናል ፤ እኛም ፡ ዘንድ ፡ ጠባቂ ፡
 መጽሐፍ ፡ አልለ ።

5 (አልተመለከቱም) ፤ ይልቁንም ፡
 በቁርአን ፡ በመጣላቸው ፡ ጊዜ ፡
 አስተባበሉ ፤ እነርሱም ፡ በተማታ ፡
 ነገር ፡ ውስጥ ፡ ናቸው ።

6 ወደ ፡ ሰማይም ፡ ከበላያቸው ፡
 ስትኾን ፡ ለርሷ ፡ ምንም ፡ ቀዳ
 ዳዎች ፡ የሌሏት ፡ ኾና ፡ እንዴት ፡
 እንደ ፡ ገነባናትና ፡ (በከዋክብት)
 እንዳገጥናት ፡ አልተመለከቱምን?

7 ምድርንም ፡ ዘረጋናት ፤ በርሷም ፡
 ውስጥ ፡ ጋራዎችን ፡ ጣልንባት ፤
 በውስጧም ፡ ከሚያስደስት ፡ ዓይ
 ነት ፡ ሁሉ ፡ አበቀልን ።

8 (ይህንን ፡ ያደረገው) ፡ ተመ
 ላሽ ፡ ለኾነ ፡ ባሪያ ፡ ሁሉ ፡ ለማ
 ሳየትና ፡ ለማስገንዘብ ፡ ነው ።

9 ከሰማይም ፡ ብሩክን ፡ ውሃ ፡ አወ
 ረድን ፤ በርሱም ፡ አትክልቶ
 ችንና ፡ የሚታጨድን ፡ (አዝ
 መራ) ፡ ፍሬ ፡ አበቀልን ።

10 ዘምባባንም ፡ ረዣገርም ፡ ለርሷ ፡
 የተደራረበ ፡ እንቡጥ ፡ ያላት ፡ ስት
 ኾን ፡ (አበቀልን) ።

11 ለባርቹ ፡ ሲላይ ፡ ትኾን ፡ ዘንድ ፡
 (እዘጋጀናት) ፤ በርሱም ፡ የሞተ
 ችን ፡ አገር ፡ ሕያው ፡ አደረግን
 ንበት ፤ (ከመቃብር) ፡ መውጣት
 ም ፡ እንደዚሁ ፡ ነው ።

12 ከነርሱ ፡ በፊት ፡ የኑሕ ፡ ሕዝ
 ቦችና ፡ የረሰበ ፡ ሰዎች ፤ ሠሙ
 ድም ፡ አስተባበሉ ።

13 ዓድም ፡ ፈርዖንም ፤ የሉጥ ፡ ወን
 ድሞችም ፤ (1)

14 የአይከት ፡ ሰዎችም ፤ የቱብበዕ ፡
 ሕዝቦችም ፡ ሁሉም ፡ መልክተ
 ችቹን ፡ አስተባበሉ ፤ ዛቻዬም ፡
 ተረጋገጠባቸው ።

15 በፊተኛው ፡ መፍጠር ፡ ደከምን ?
 በውነቱ ፡ እነሱ ፡ ከአዲስ ፡ መፍ
 ጠር ፡ (1) በመጠራጠር ፡ ውስጥ ፡
 ናቸው ።

16 ሰውንም ፡ ነፍሱ ፡ (በሐሳቡ) ፡
 የምታጫውተውን ፡ የምናውቅ ፡
 ስንኾን ፡ በእርግጥ ፡ ፈጠርነው ፤
 እኛም ፡ ከደም ፡ ጋኑ ፡ ጅማት ፡
 ይበልጥ ፡ ወደርሱ ፡ ቅርብ ፡ ነን ።

17 ሁለቱ ፡ ቃል ፡ ተቀባዮች ፡ (መላ
 እክት) ፡ ከቀኝና ፡ ከግራ ፡ ተቀ
 ማጮች ፡ ኾነው ፡ በሚቀበሉ ፡
 ጊዜ ፡ (አስታውስ) ።

18 ከቃል ፡ ምንም ፡ አይናገርም ፡
 በአጠገቡ ፡ ተጠባባቂና ፡ ዝግጁ ፡
 የኾኑ ፡ (መላእክት) ፡ ያሉበት ፡
 ቢኾን ፡ እንጅ ።

19 የሞትም ፡ መከራ ፡ እውነቱን ፡
 ነገር ፡ ታመጣለች ፤ (ሰው ፡ ሆይ) ፡
 —ይህ ፡ ያ ፡ ከርሱ ፡ ትሸሸው ፡
 የነበርከው ፡ ነው ፡ (ይባላል) ።

20 በቀንዳም ፡ ውስጥ ፡ ይነፋል ፤
 ያ ፡ (ቀን) ፡ የዛቻው ፡ (መፈጸ
 ሚያ) ፡ ቀን ፡ ነው ።

21 ነፍስም ፡ ሁሉ ፡ ከርሷ ፡ ጋር ፡
 ነጂና ፡ መስካሪ ፡ ያለባት ፡ ኾና ፡
 ትመጣለች ።

22 ከዚህ ፡ ነገር ፡ በእርግጥ ፡ በዝን
 ጋቱ ፡ ውስጥ ፡ ነበርክ ፤ ሺፋን
 ህንም ፡ ካንተ ፡ ላይ ፡ ገለጥንልህ ፤
 ስለዚህ ፡ ዛሬ ፡ ዓይንህ ፡ ስለ
 ታም ፡ ነው ፡ (ይባላል) ።

1 የተላከባቸው ፡ ሰዎች ፡

1 ከበሰበሱ ፡ በኋላ ፡ እንደገና ፡ ከመፈጠራ
ቸው ።

23 ቁራኛውም : (መልአክ) : ይህ : ያ : እኔ : ዘንድ : ያለው : ቀራቢ : ነው : ይላል ።

24 ሞገደኛ : ከሐዲን : ሁሉ : በገሀ ነም : ውስጥ : ጣሉ ።

25 ለበጎ : ሥራ : ከልካይ : በዳይ : ተጠራጣሪ : የኾነን : ሁሉ ፤ (ጣሉ) ።

26 ያንን : ከአላህ : ጋር : ሌላን : አምላክ : ያደረገውን : በብርቱ : ቅጣት : ውስጥ : ጣሉት ፤ (ይባላል) ።

27 ቁራኛው : (ሰይጣን) : ጌታችን : ሆይ : እኔ : አላሳሳትኩትም ፤ ግን : (ራሱ) : በሩቅ : ስሕተት : ውስጥ : ነበር : ይላል ።

28 (አላህ) : ወደናንተ : ዛቻን : በእርግጥ : ያስቀደምኩ : ስኞን : እኔ : ዘንድ : አትጨቃጨቁ : ይላቸዋል ።

29 ቃሉ : እኔ : ዘንድ : አይለወጥም ፤ እኔም : ለባሮቹ : ፈጽሞ : በዳይ : አይደለሁም : (ይላቸዋል) ።

30 ለገሀነም : ሞላሽን ? የምንልበትንና : ጭማሪ : አለን ? የምትልበትን : ቀን : (አስጠንቅቃቸው) ።

31 ገነትም : አላህን : ለፈሩት : እሩቅ : ባልኾነ : ስፍራ : ትቅቀረባለች ።

32 ይህ : ወደ : አላህ : ተመላሽና : (ሕግጋቱን) : ጠባቂ : ለኾነ : ሁሉ : የተቀጠራችሁት : ነው : (ይባላሉ) ።

33 አልረሕማንን : በሩቁ : ኾኖ : ለፈራና : በንጹሕ : ልብ : ለመጣ : (ትቅቀረባለች) ።

34 በሰላም : ግቧት : ይህ : የመዘውተሪያ : ቀን : ነው : (ይባላሉ) ።

35 ለነርሱ : በውስጡ : ሲኾኑ : የሚኾኑት : ሁሉ : አላቸው ፤ እኛም : ዘንድ : ጭማሪ : አልለ ።

36 ከነርሱም : (ከቁረይሾች) : በፊት : ከክፍለ : ዘመናት : ሕዝቦች : ብዙዎችን : እነርሱ : በጎያልነት : ከነርሱ : ይበልጥ : የበረቱ : የኾኑትን : (ማምለጫ : ፍለጋ) : በየእገሮቹም : የመረመሩትን : አጥፍተናል ፤ ማምለጫ : አለን ?

37 በዚህ : ውስጥ : ለርሱ : ልብ : ላለው : ወይም : እርሱ : (በልቡ) : የተጣደ : ኾኖ : (ወደሚነበብ ለት) : ጀሮውን : ለጣለ : ሰው : ግሣጼ : አለበት ።

38 ሰማያትንና : ምድርን : በመካከላቸው : ያለውንም : ሁሉ : በስድስት : ቀናት : ውስጥ : በእርግጥ : ፈጠርን ፤ ድካምም : ምንም : አልነካንም ።

39 በሚሉትም : ላይ : ታገሥ ፤ ጌታህንም : ከማመስገን : ጋር : ፀሐይ ከመውጣቷ : በፊት : ከመግባቷም በፊት : አወድሰው ።

40 ከሌሊቱም : አወድሰው : ከሰግደቶችም : በኋላዎች : (አወድሰው) ።

41 (የሚነገርህን) : አዳምጥም ፤ ጠሪው : ከቅርብ : ስፍራ : በሚጠራበት : ቀን : (ከመቃብራቸው : ይወጣሉ) ።


42 ጨኸቲቱን : በውነት : የሚሰሙበት : ቀን : ያ : (ከመቃብር) : የመውጫው : ቀን : ነው ።

43 እኛ : እኛው : ሕያው : እናደርጋለን ፤ እንገድላለንም ፤ መመለሻም : ወደኛ : ብቻ : ነው ።

44 የሚፈጥኑ : ኾነው : ምድር : ከነርሱ : ላይ : የምትሰነጣጠቅበት : ቀን : (የመውጫው : ቀን : ነው) ። ይህ : በኛ : ላይ : ገር : የኾነ : መሰብሰብ : ነው ።

45 እኛ : የሚሉትን : ሁሉ : ዐዋቂ : ነን ፤ አንተም : በነሱ : ላይ : እስገዳጅ : አይደለህም ፤ ስለዚህ : ዛቻየን : የሚፈራን : ሰው : በቁርአን : አስታውስ ።

ምዕራፍ : 51 : አል-ዛሪያት : ክፍል : 26 ።



በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም : ለግምት : የሚናገሩ : ውሸታዎች ተረገሙ ፤

1 መበተንን : በታኞች : በኾኑት : (ነፋሶች) ፤

2 ከባድ : (ዝናምን) : ተሸካሚዎች : በኾኑትም : (ደመናዎች) ፤

3 ገር : (መንሻለልን) : ተንሻላዮች : በኾኑትም : (መርከቦች) ፤

4 ነገርን : ሁሉ : አከፋፋዮች : በኾኑትም : (መላእክት) : እምላለሁ ።

5 የምትቀጠሩት : (ትንሣኤ) : እውነት : ነው ።

6 (እንደየሥራው) : ዋጋን : ማግኘትም ፤ ኋኝ : ነው ፤ (የማይቀር : ነው) ።

7 የ(ከዋክብት) : መንገዶች : ባለቤት : በኾነችው : ሰማይ : እምላለሁ ።

8 እናንተ : (የመካ : ሰዎች) : በተለያየ : ቃል : ውስጥ : ናችሁ ፤

9 ክርሱ : የሚዝዘር : ሰው : ይዝዘራል ።

10 በግምት : የሚናገሩ : ውሸታዎች ተረገሙ ፤

11 እነዚያ : እነርሱ : በሚሸፍን : ስሕተት : ውስጥ : ዘንጊዎች : የኾኑት ።

12 የዋጋ : መስጫው : ቀን : መቼ : እንደ : ኾነ : ይጠይቃሉ ።

13 (እነርሱ) : በእሳት : ላይ : በሚፈተኑበት : ቀን : ነው ።

14 መከራችሁን : ቅመሱ ፤ ይህ : ያ : በርሱ : ትቻኩሉበት : የነበራችሁት : ነው : (ይባላሉ) ።

15 አላህን : ፈሪዎቹ : በአትክልቶችና : በምንጮች : ውስጥ : ናቸው ።

16 ያንን : ጌታቸው : የሰጣቸውን : ተቀባዮች : ኾነው ፤ (በገነት : ውስጥ : ይኾናሉ) ። እነርሱ : ከዚህ : በፊት : መልካም : ሠሪዎች : ነበሩና ።

17 ከሌሊቱ : ጥቂትን : ብቻ : ይተኙ : ነበሩ ።

18 በሌሊቱ : መጨረሻዎችም : እነሱ : ምሕረትን : ይለምናሉ ፤

19 በገንዘቦቻቸውም : ውስጥ : ለለ ማኝና : (ከልመና) : ለተከለከለም : (በችርታቸው) : መብት : አልለ ።

20 በምድርም : ውስጥ : ለሚያረጋግጡ : ሰዎች : ምልክቶች : አልሉ ።

21 በነፍሶቻችሁም : ውስጥ : (ምልክቶች : አልሉ) ፤ ታዲያ : አትመለከቱምን ?

22 ሲሳያችሁም : የምትቀጠሩትም : (ፍጻኔ : ምንዳ) : በሰማይ : ውስጥ ነው ።

23 በሰማይና : በምድር : ጌታም : እምላለሁ : እርሱ : እናንተ : እንደምትናገሩት : ብጤ : እርግጠኛ : ነው ። (1)

24 የተከበሩት : የኢብራሂም : እንግዶች : ወሬ : መጥቶሃልን ?

25 በርሱ : ላይ : በገቡና : ሰላም : ባሉ : ጊዜ : (አስታውሱ) ፤ ሰላም ፤ ያልታወቃችሁ : ሕዝቦች : ናችሁ ፤ አላቸው ።

26 ወደ : ቤተሰቡም : ተዘነበለ ፤ ወዲያውም : የሰባ : ወይፈንን : አመጣ ።

27 ወደነርሱም : (አርዶና : ጠብሶ) : አቀረበው ፤ አትበሉምወይ ? አላቸው ።

28 ከነርሱ : መፍራትንም : በልቡ : አሳደረ ። አትፍራ : አሉት ፤ በዐዋቂ : ወጣት : ልጅም : አበሰሩት ።

29 ሚስቱም : እየጮኸች : መጣች ፤ ፊቷንም : መታች ፤ መካን : አሮጊት : ነኝ : አለችም ።

30 እንደዚህኸኸ : ጌታሽ : ብሏል ፤ እነሆ : እርሱ : ጥበበኛ : ዐዋቂ : ነውና : አሏት ።

★ ★ ★

31 እላንተ : መልክተኞች : ሆይ : ታዲያ : ነገራችሁ : ምንድን : ነው ? አላቸው ።

32 (እነርሱም) : አሉ :—እኛ : ወደ : አመጠኞች : ሕዝቦች : ተልከናል ።

33 በነርሱ : ላይ : ከጭቃ : የኾኑን : ደንጊያዎች : ልንለቅባቸው : (ተላክን) ።

34 በጌታህ : ዘንድ : ለድንበር : አላፈዎቹ : (በየስማቸው) : ምልክት : የተደረገባት : ስትኾን ።

35 ከምእምናንም ፤ በርሷ : (በከተማቸው) : ውስጥ : የነበሩትን : አወጣን ።

36 በውስጧም : ከሙስሊሞች : ከአንድ : ቤት : (ቤተሰቦች) : በስተቀር : አላገኘንም ።

37 በውስጧም : ለነዚያ : አሳማሚውን : ቅጣት : ለሚፈሩት : ምልክትን : አስቀረን ።

38 በሙሳም : (ወሬ) : ውስጥ : ወደ : ፈርዖን : በግልጽ : ማስረጃ : በላክነው : ጊዜ : (ምልክትን : አደረግን) ።

39 ከድጋፉ : (ከሰራዊቱ) : ጋርም : (ከእምነት) : ዞረ ፤ (እርሱ) : ድግምተኛ : ወይም : ዕብድ : ነው : አለም ።

40 እርሱንም : ሰራዊቱንም : ያዝናቸው ፤ እርሱ : ተወቃሽ : ሲኾን በባሕር : ውስጥም : ጣልናቸው ።

1 በንግግራችሁ : እንደማትጠራጠሩ : አትጠራጠሩበት ።

41 በዓድም : በነሱ : ላይ : መካንን : ነፋስ : በላክን : ጊዜ : (ምልክት : አልለ) ።

42 በላዩ : ላይ : የመጣችበትን : ማንኛውንም : ነገር : እንደ : በሰበሰ : አጥንት : ያደረገችው : ብትኾን : እንጂ : አትተወውም ።

43 በሠሙድም : ለነርሱ : እስከ : ጊዜ : (ምታችሁ) : ድረስ : ተጣቀሙ : በተባሉ ጊዜ : (ምልክት : አልለ) ።

44 ከጌታቸው : ትእዛዝም : ኮሩ ፤ እነርሱም : እያዩ : ጩኸት : ያዘቻቸው ።

45 መቆምንም : ምንም : አልቻሉም ፤ የሚረዱም : አልነበሩም ።

46 የኑሕንም : ሕዝቦች : ከዚህ : በፊት : (አጠፋን) ፤ እነርሱ : አመጠኞች : ሕዝቦች : ነበሩና ።

47 ሰማይንም : በጎይል : ገነባናት ፤ እኛም : በእርግጥ : ቻዮች : ነን ።

48 ምድርንም : ዘረጋናት ፤ ምን : ያማርንም : ዘርጊዎች : (ነን !)

49 ትገንዘቡም : ዘንድ : ከነገሩ : ሁሉ : ሁለት : (ተቃራኒ) : ዓይነትን : ፈጠርን ፤

50 ወደ : አላህም : ሺኾ ፤ እኔ : ለናንተ : ከርሱ : ግልጽ : አስጠንቃቂ : ነኝና : (በላቸው) ።

51 ከአላህም : ጋር : ሌላን : አምላክ : አታድርጉ ፤ እኔ : ለናንተ : ከርሱ : (የተላክሁ) : ግልጽ : አስፈራሪ : ነኝና ።

52 (ነገሩ) : እንደዚሁ : ነው ፤ እነዚያን : ከነርሱ : በፊት : የነበሩትን : ከመልክተኛ : ማንም : አልመጣቸውም : (እርሱ) : ድግምተኛ : ወይም : ዕብድ : ነው : ያሉ : ቢኾኑ : እንጂ ።

53 በርሱ : (በዚህ : ቃል) : አደራ : ተባብለዋልን ? አይደለም ፤ እነርሱ : ጥጋቦቻች : ሕዝቦች : ናቸው ።

54 ከነሱም : (ክርክር) : ዘወር : በል ፤ (ተዋቸው) ፤ እንተ : ምንም : ተወቃሽ : አይደለህምና ።

55 ገሥጽም ፤ ግሣጺ : ምእምናንን : ትጠቅማለችና ።


56 ጋኔንንና : ሰውንም : ሊግዝቱኝ : እንጅ : ለሌላ : አልፈጠርኳቸውም ።

57 ከነሱም : ምንም : ሲሳይ : አልፈልግም ፤ ሊመግቡኝም : አልሻም ።

58 አላህ : እርሱ : ሲሳይን : ሰጧ : የብርቱ : ጎይል : ባለ : ቤት : ነው ።

59 ለነዚያም : ለበደሉት : እንደ : ንደኞቻቸው : ፋንታ : ብጤ : (የቅጣት) : ፋንታ : አላቸው ፤ ስለዚህ : አያስቸኩሉኝ ።

60 ለነዚያም : ለካዱት : ከዚያ : ከሚቀጠሩት : ቀናቸው : ወዮላቸው ።



በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም :
 ርገሩህ : በጣም : አዛኝ : በሆነው ።

1 በጡር : (ጋራ) : እምላሊሁ ።
 2 በተጻፈው : መጽሐፍም ።
 3 በተዘረጋ : ብራና : ላይ ፤ (በተጻፈው) ።
 4 በደመቀው : ቤትም ።
 5 ከፍ : በተደረገው : ጣራም ።
 6 በተመላው : ባሕርም : እምላሊሁ ።
 7 የጌታህ : ቅጣት : በእርግጥ : ወዳቂ : ነው ፤ (የማይቀር : ነው) ።
 8 ለርሱ : ምንም : ገፍታሪ : የለውም ።
 9 ሰማይ : ብርቱ : መዞርን : በምትዞርበት : ቀን : (ይኸናል) ።
 10 ተራራዎችም : መኪድን : በሚኼዱበት : (ቀን) ።
 11 ለአስተባባዮችም : ያን : ጊዜ : ወዮላቸው ።
 12 ለነዚያ : እነርሱ : በውሸት : ውስጥ : የሚጫወቱ : ለኾኑት ።
 13 ወደ : ገህነም : እሳት : በገይል : መግገፍተርን : በሚግገፈተሩበት : ቀን ፤
 14 ይህች : ያቺ : በርሷ : ታስተባብሉባት : የነበራችሁት : እሳት : ናት ።
 15 ይህ : (ፊት : ትሉ : እንደነበራችሁት) : ድግምት : ነውን ? ወይስ : እናንተ : አታዩምን ?

16 ግቧት ፤ ታገሡም ፤ ወይም : አትታገሡ : በናንተ : ላይ : እኩል : ነው ፤ የምትመነዱት : ትሠሩት : የነበራችሁትን : (ፍዳ) : ብቻ : ነው : (ይባላሉ) ።

17 አላህን : ፈሪዎቹ : በእርግጥ : በገነቶችና : በጸጋ : ውስጥ : ናቸው ።

18 ጌታቸው : በሰጣቸው : ፀጋ : ተደላቸው : ኾነው : (በገነት : ውስጥ : ናቸው) ። የገሀነምንም : ስቃይ : ጌታቸው : ጠበቃቸው ።

19 ትሠሩት : በነበራችሁት : ምክንያት : ተደላቸው : ኾናችሁ : ብሉ ፤ ጠጡም ፤ (ይባላሉ) ።

20 በተደረደሩ : አልጋዎች : ላይ : ተደጋፈዎች : ኾነው : (በገነት : ይኖራሉ) ። ዓይናማዎች : በኾኑ : ነጫጭ : ቤቶችም : እናጠናዳቸዋለን ።

21 እነዚያም : ያመኑትና : ዝርያቸውም : በእምነት : የተከተለቻቸው : ዝርያቸውን : በነሱ : እናስጠጋለን ፤ ከሥራቸውም : ምንንም : አናጎድልባቸውም ፤ ሰው : ሁሉ : በሠራው : ሥራ : ተያዢ : ነው ።

22 ከሚኾትም : ሁሉ : እሸትንና : ስጋን : እንጨምርላቸዋለን ።

23 በውስጡ : መጠጥን : ይሰጣጣሉ ፤ በውስጡ : ውድቅ : ንግግርና : መውወንጀልም : የለም ።

24 ለነርሱም : የኾኑ : ወጣቶች : ልክ : የተሸፈነ : ሉል : መስለው : በነርሱ : ላይ : (ለማሳለፍ) : ይዘዋወራሉ ።

25 የሚጠየቁ : ኾነውም : ከፊላቸው : በከፊሉ : ላይ : ይዞራል ።

26 እኛ : ፊት : በቤተሰቦቻችን : ውስጥ : (ከቅጣት) : ፈሪዎች : ነበርን : ይላሉ ።

27 አላህም : በኛ : ላይ : ለገሰ ፤ የመርዛም : እሳት : ቅጣትንም : ጠበቀን ።

28 እኛ : ከዚህ : በፊት : እንለም ነው : ነበርን ፤ እነሆ : እርሱ : በካ : ዋይ : አዛኝ : ነውና : (ይላሉ) ።

29 (ሰዎችን) : አስታውስም ፤ አንተም : በጌታህ : ጸጋ : ምክንያት : ጠንቋይም : ዕብድም : አይደለህም ።

30 ይልቁንም : የሞትን : አደጋ : በርሱ : የምንጠባበቅበት : የኾነ : ባለ : ቅኔ : ነው : ይላሉን ?

31 ተጠባብቂ ፤ እኔም : ከናንተ : ጋር : ከሚጠባበቁት : ነኝ : በላቸው ።

32 አእምሮዎቻቸው : በዚህ : ያዟቸዋልን ? አይደለም : በውነቱ : እነርሱ : ወሰን : አላፈዎች : ሕዝቦች : ናቸው ።

33 ወይም : ቀጠፈው : ይላሉን ? አይደለም ፤ በውነቱ : አያምኑም ።

34 እውነተኛችንም : ቢኾኑ : መሰሉ : የኾነን : ንግግር : ያምጡ ።

35 ወይስ : ያለ : አንዳች : (ፈጣሪ) : ተፈጠሩን ? ወይስ : እነርሱ : ፈጣሪዎች : ናቸውን ?

36 ወይስ : ሰማያትንና : ምድርን : ፈጠሩን ? አይደለም : አያረጋግጡም ።

37 ወይስ : የጌታህ : ግምጃ : ቤቶች : እነሱ : ዘንድ : ናቸውን ? ወይስ : እነሱ : አሸናፊዎች : ናቸውን ?

38 ወይስ : ለነሱ : በርሱ : ላይ : (ከሰማይ) : የሚያዳምጡበት : መሰላል : አላቸውን ? አድማጫቸውም : (ሰማሁ : ቢል) : ግልጽን : አስረጅ : ያምጣ ።

39 ወይስ : ለርሱ : ቤቶች : ልጆች : አሉትን ? ለናንተም : ወንዶች : ልጆች : አሏችሁን ?

40 ወይስ : ዋጋን : ትጠይቃቸዋለህን ? ስለዚህ : እነሱ : ከዕዳው : የተከበዱ : ናቸውን ?

41 ወይስ : ሩቁ : ምስጢር : እነርሱ : ዘንድ : ነውን ? ስለዚህ : እነሱ : ይጽፋሉን ?

42 ወይስ : ተንኮልን : (ባንተ) : ይሻሉን ? እነዚያም : የካዱት : እነሱ : በተንኮል : ተሸናፊዎች : ናቸው ።


43 ወይስ : ለነርሱ : ከአላህ : ሌላ : አምላክ : አላቸውን ? አላህ : ከሚያጋሩት : ሁሉ : ጠራ ።

44 ከሰማይም : ቁራጭን : (በነሱ : ላይ) : ወዳቂ : ኾኖ : ቢያዩ : ኖሮ : ይህ : የተደራረበ : ደመና : ነው : ይሉ : ነበር ።

45 ያንንም : በርሱ : የሚግገደሉበትን : ቀናቸውን : እስከሚገናኙ : ድረስ : ተዋቸው ።

46 ተንኮላቸው : ከነርሱ : ምንንም : የማይጠቅማቸውንና : እነሱም : የማይረዱበትን : ቀን : (እስከሚገናኙ : ተዋቸው) ።

- 47 ለነዚያ : ለበደሉትም : ከዚህ : ሌላ : ቅርብ : ቅጣት : አላቸው ፤ (1) ግን : አብዛኛዎቻቸው : አያውቁም ።
- 48 ለጌታህ : ፍርድም : ታገሥ ፤ 49 ከሌሊቱም : አወድሰው ፤ በከዋ ክብት : መደበቂያ : ጊዜም : (እንጋት : ላይ : አወድሰው) ።
- 1 በድርቅ : በረኃብ : በጦር : ይሞክራሉ ።



- በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም : 9 (ከርሱ) : የሁለት : ደጋኖች : ጭፍ : ያህል : ወይም : (ከዚህ) : ይበልጥ : የቀረበ : ኾነም ።
- 1 በኮከብ : እምላሊሁ : በወደቀ : 10 ወደ : ባሪያውም : (አላህ) : ያወረደውን : አወረደ ።
- 2 ነቢያችሁ : (ሙሐመድ) : አልተሳሳተም ፤ አልጠመመምም ። 11 (ነቢዩም : በዓይኑ) : ያየውን : ልቡ : አልዋሸም ።
- 3 ከልብ : ወለድም : አይናገርም ። 12 ታዲያ : በሚያየው : ላይ : ትከራ ከሩታላችሁን ?
- 4 እርሱ : (ንግግሩ) : የሚወረድ : 13 በሌላይቱም : መውረድ : ጊዜ : በእርግጥ : አይቶታል ።
- 5 ጎይሎቹ : ብርቱው : (መልአክ) : 14 በመጨረሻይቱ : ቁርቁራ : (1) አጠገብ ፤
- 6 የዕውቀት : ባለቤት : የኾነው : 15 እርሷ : ዘንድ : መኖሪያይቱ : ገነት : ያለች : ስትኾን ።
- 7 እርሱ : በላይኛው : አድማስ : 16 ቁርቁራይቱን : የሚሸፍን : ነገር : በሚሸፍናት : ጊዜ : (አየው) ።
- 8 ከዚያም : ቀረበ ፤ ወረደም ። 17 ዓይኑ : (ካየው) : አልተዘነበለም፤ ወሰንም : አላለፈም ።

1 የዕውቀት : ዲካ : በኾነ : ስፍራ ።

- 18 ከጌታው : ታምራቶች : ታላላቆቹን : በእርግጥ : አየ ። 28 ለነሱም : በርሱ : ምንም : ዕውቀት : የላቸውም ፤ ጥርጣሬን : እንጅ : ሌላን : አይከተሉም ፤ ጥርጣሬም : ከእውነት : ምንም : አያብቃቃም ።
- 19 አል-ላትንና : አል-ዑዛን : አያችሁን ? 20 ሦስተኛይቱንም : አነስተኛዋን : መናትን : (1) (አያችሁን ? የምትግንዟቸው : ኃይል : አላቸውን ?)
- 21 ለናንተ : ወንድ : ለርሱም : ሴት : (ልጅ) : ይኖራልን ? 29 ከግሣጺያችንም : (ከቁርአን) : ከሸሸና : አነስተኛይቱን : ሕይወት : እንጅ : ሌላን : ከማይሻ : ሰው : ዙር : (ተወው) ።
- 22 ይህቺ : ያን : ጊዜ : አድላዊ : ክፍያ : ናት ። 30 ይህ : (አነስተኛይቱን : ሕይወት : መምረጥ) : ከዕውቀት : ዲካቸው : ነው ፤ ጌታህ : እርሱ : ከመንገዱ : የተሳሳተውን : በእርግጥ : ዐዋቂ : ነው ፤ እርሱም : የቀናውን : ሰው : ዐዋቂ : ነው ።
- 23 እነርሱ : እናንተና : አባቶቻችሁ : (አማልክት : ብላችሁ) : የጠራችኋቸው : ስሞች : ብቻ : እንጅ : ምንም : አይደሉም ። አላህ : በርሷ : (መግንዛት) : ምንም : ማስረጃ : አላወረደም ፤ ከጌታቸውም : መምሪያ : የመጣላቸው : ሲኾኑ : ጥርጣሬንና : ነፍሶች : የሚዘነበሉበትን : እንጅ : ሌላ : አይከተሉም ።
- 24 ለሰው : የተመኘው : ሁሉ : አለውን ? 31 በሰማያት : ያለውና : በምድር : ያለው : ሁሉ : የአላህ : ነው ። እነዚያን : ያጠፉትን : በሠሩት : ሊቀጣ : እነዚያን : ያሳመሩትንም : በመልካሚቱ : (ገነት) : ሊመነዳ : (የጠመመውንና : የቀናውን : ያውቃል) ።
- 25 መጨረሻይቱም : መጀመሪያይቱም : (ዓለም) : የአላህ : ብቻ : ናቸው ። 32 (እነርሱ) : እነዚያ : የኃጢአትን : ታላላቆችና : አስጠያፊዎቹን : የሚርቁ : ናቸው ፤ ግን : ትናንሾቹ : የሚማሩ : ናቸው ። ጌታህ : ምሕረተ : ሰፊ : ነውና ፤ ከምድር : በፈጠራችሁ : ጊዜ : እናንተም : በእናቶቻችሁ : ሆዶች : ውስጥ : ሽሎች : በኾናችሁ : ጊዜ : እርሱ : በናንተ : (ኹነታ) : ዐዋቂ : ነው ። ነፍሶቻችሁንም : አታወድሱ : እርሱ : የሚፈራውን : ሰው : ዐዋቂ : ነው ።
- 26 በሰማያት : ውስጥ : ካለ : መልአክም : ብዙዎች : (ሊማለዱለት) : ለሚሻውና : ለሚወደው : ሰው : ከፈቀደ : በኋላ : ቢኾን : እንጅ : ምልጃቸው : ምንም : አትጠቅምም ።
- 27 እነዚያ : በመጨረሻይቱ : ዓለም : የማያምኑት : መለአክትን : በሴት አጠራር : ይጠራሉ ። 33 ያንን : (ከእምነት) : የዞረውን : አየህን ?
- 34 ጥቂትን : የሰጠውንና : ያቋረጠውንም : (አየህን?)

1 እነዚህ : ሦስቱ : የጣያታት : ስሞች : ናቸው ።

35 የሩቁ፡ ምስጢር፡ ዕውቀት፡ እርሱ፡ ዘንድ፡ አልለን? ስለዚህ፡ እርሱ፡ ያያልን?

36 ይልቁንም፡ በዚያ፡ በሙሳ፡ ጽሑፎች፡ ውስጥ፡ ባለው፡ ነገር፡ አልተነገረምን?

37 በዚያም፡ (የታዘዘውን)፡ በፈጸመው፡ በኢብራሂም፡ (ጽሑፎች፡ ውስጥ፡ ባለው፡ አልተነገረምን?)

38 (እርሱም፡ ኃጢአት)፡ ተሸካሚ፡ ነፍስ፡ የሌላይቱን፡ ነፍስ፡ ኃጢአት፡ አትሸከምም ።

39 ለሰውም፡ ሁሉ፡ የሠራው፡ እንጅ፡ ሌላ፡ የለውም ።

40 ሥራውም፡ ሁሉ፡ ወደ፡ ፊት፡ ይታያል ።

41 ከዚያም፡ ሙሉውን፡ ምንዳ፡ ይመነዳዋል ።

42 መጨረሻውም፡ ወደ፡ ጌታህ፡ ብቻ፡ ነው ።

43 እነሆ፡ እርሱም፡ አስሳቀ ፤ አስለቀሰም ።

44 እነሆ፡ እርሱም፡ ገደለ ፤ አስነሳም ።

45 እርሱም፡ ሁለቱን፡ ዓይነቶች፡ ወንድንና፡ ሴትን፡ ፈጠረ ።

46 ከፍትወት፡ ጠብታ፡ (በማኅፀን፡ ውስጥ)፡ በምትፈሰስ፡ ጊዜ ፤

47 የኋለኛይቱም፡ ማስነሳት፡ በርሱ፡ ላይ፡ ነው ።

48 እነሆ፡ እርሱም፡ አከበረ ፤ ጥሪ ተኛም፡ አደረገ ።

49 እነሆ፡ እርሱም፡ የሺዕራ፡ (1) ጌታ፡ ነው ።

50 እነሆ፡ እርሱም፡ የፊተኛይቱን፡ ዓድ፡ አጥፍቷል ።

51 ሠሙድንም፡ (አጥፍቷል) ፤ አላስቀረምም ።

52 በፊትም፡ የኑሕን፡ ሕዝቦች፡ (አጥፍቷል) ፤ እነሱ፡ በጣም፡ በደለኞችና፡ እጅግ፡ የጠመሙ፡ እነሱ፡ ነበሩና ።

53 የተገለበጠችውንም፡ ከተማ፡ ደፋ ።

54 ያለበሳትንም፡ አለበሳት ።

55 ከጌታህም፡ ጸጋዎች፡ በየትኛው፡ ትጠራጠራለህ?

56 ይህ፡ ከፊተኞቹ፡ አስፈራሪዎች፡ (ጉሳ)፡ የኾነ፡ አስፈራሪ፡ ነው ።

57 ቀራቢይቱ፡ (ጎልፈተ፡ ንለም)፡ ቀረበች ።

58 ለርሷ፡ ከአላህ፡ ሌላ፡ ገላጭ፡ የላትም ።


59 ከዚህ፡ ንግግር፡ ትደነቃላችሁን?

60 ትስቃላችሁምን? አታለቅሱምን?

61 እናንተም፡ ዘንጊዎች፡ ናችሁ ።

62 ለአላህም፡ ስገዱ፡ ተገዙትም ።

1 የሚያመልኩበት፡ ደማት፡ ከኩባ፡ ናት ።



በአላህ፡ ስም፡ እጅግ፡ በጣም፡ ርገሩህ፡ በጣም፡ አዛኝ፡ በሆነው ።

1 ሰዓቲቱ፡ (የትንሣኤ፡ ቀን)፡ ተቃረበች ፤ ጨረቃም፡ ተገመሰ ፤

2 ታምርንም፡ ቢያዩ፡ (ከእምነት)፡ ይዞራሉ ፤ (ይህ)፡ ዘውታሪ፡ ድግምት፡ ነውም፡ ይላሉ ።

3 አስተባበሉም ፤ ዝንባሌዎቻቸውንም፡ ተከተሉ ፤ ነገርም፡ ሁሉ፡ (ወሰን፡ አለው) ፤ ረገ፡ ነው ።

4 ከዜናዎችም፡ በርሱ፡ ውስጥ፡ መገሠጥ፡ ያለበት፡ ነገር፡ በእርግጥ፡ መጣላቸው ።

5 ሙሉ፡ የኾነች፡ ጥበብ፡ (መጣቻቸው)፡ ግን፡ አስፈራሪዎቹ፡ አያብቃቁም ።

6 ከነርሱም፡ ዙር ። ጠሪው፡ (መልአክ)፡ ወደ፡ አስደንጋጭ፡ ነገር የሚጠራበትን፡ ቀን፡ (አስታውስ) ።

7 ዓይኖቻቸው፡ ያቀረቀሩ፡ ኾነው፡ ፍጹም፡ የተበተነ፡ አንበጣ፡ መስለው፡ ከመቃብሮቹ፡ ይወጣሉ ።

8 ወደ፡ ጠሪው፡ አንገቶቻቸውን፡ ሳቢዎች፡ ቸኳዮች፡ ኾነው፡ (ይወጣሉ) ፤ ከሐዲዎቹ፡ (ያን፡ ጊዜ ፡ ምን ፡ ይላሉ?) ፡ ይህ፡ ብርቱ፡ ቀን፡ ነው፡ ይላሉ ።

9 ከነሱ፡ በፊት፡ የኑሕ፡ ነገድ፡ አስተባበለች ። ባሪያችንንም፡

(ኑሕን)፡ አስተባበሉ ፤ ዕብድ፡ ነውም፡ አሉ ፤ ተገለጠም ።

10 ጌታውንም፡ እኔ፡ የተሸነፍኩ፡ ነኝና፡ እርዳኝ፡ ሲል፡ ጠራ ።

11 ወዲያውም፡ የሰማይን፡ ደኛ፡ ፎች፡ በሚንቧቧ፡ ውሃ፡ ከፈትን ።

12 የምድርንም፡ ምንጮች፡ አፈነዳን ፤ ውሃውም፡ (የሰማይና፡ የምድር)፡ በእርግጥ፡ በተወሰነ፡ ኹነታ፡ ላይ፡ ተገናኘ ።

13 ባለ፡ ሳንቃዎችና፡ ባለሚስጣሮች፡ በኾነችም፡ ታንኳ፡ ላይ፡ ጫነው ።

14 በጥበቃችን፡ ሥር፡ ኾና፡ ትንሻለላለች ። ተክዶ፡ ለነበረው፡ ሰው፡ ምንዳ፡ (ይህንን፡ ሠራን) ።

15 ታምር፡ አድርገንም፡ በእርግጥ፡ ተውናት ፤ ከተገላጭም፡ አልለን?

16 ቅጣቴና፡ ማስጠንቀቂያዎቼም፡ እንዴት፡ ነበሩ?

17 ቁርአንንም፡ ለመገንዘብ፡ በእርግጥ፡ አገራነው ፤ ተገንዛቢም፡ አልለን?

18 ዓድ፡ አስተባበለች ፤ ቅጣቴና፡ ማስጠንቀቂያዎቼም፡ እንዴት፡ ነበሩ!

19 እኛ፡ በነርሱ፡ ላይ፡ ዘወትር፡ መናጢ፡ በኾነ፡ ቀን፡ በገይል፡ የምትንሻሻ፡ ነፋስን፡ ላክንባቸው ።

20 ሰዎቹን ፣ ልክ ፣ ከሥርቻቸው ፣ የተገለጸሱ ፣ የዘንባባ ፣ ግንደች ፣ መሰለው ፣ (ከተደበቁበት) ፣ ትን ቅላቸዋለች ።

21 ቅጣቴና ፣ ማስጠንቀቂያዎቼም ፣ እንዴት ፣ ነበሩ ?

22 ቁርአንንም ፣ ለማስታወስ ፣ በእርግጥ ፣ አገራነው ፣ ተገላጭም ፣ አልለን ?

23 ሠሙድ ፣ በአስፈራሪዎቹ ፣ አስተባበለች ።

24 ከኛ ፣ የኾነን ፣ አንድን ፣ ሰው ፣ እንከተለዋለን ? እኛ ፣ ያን ፣ ጊዜ ፣ በስሕተትና ፣ በዕብደት ፣ ውስጥ ፣ ነን ፣ አሉ ።

25 ከኛ ፣ መካከል ፣ በርሱ ፣ ላይ ፣ (ብቻ) ፣ ማስገንዘቢያ ፣ (ራእይ) ፣ ተጣለለትን ? አይደለም ፣ እርሱ ፣ ውሸታም ፣ ኩሩ ፣ ነው ፣ (አሉ) ።

26 ውሸታሙ ፣ ኩሩው ፣ ማን ፣ እንደኾነ ፣ ነገ ፣ በእርግጥ ፣ ያውቃሉ ።

27 እኛ ፣ ሴት ፣ ግመልን ፣ ለነርሱ ፣ መፈተኛ ፣ ትኾን ፣ ዘንድ ፣ ላኪዎች ፣ ነን ፣ ተጠባቢዎቻችንም ፣ ታገሥም ።

28 ውሃውም ፣ በመካከላቸው ፣ የተከፈለ ፣ መኾኑን ፣ ንገራቸው ፣ ከውሃ ፣ የኾነ ፣ ፋንታ ፣ ሁሉ ፣ (ተረኞቹ) ፣ የሚጣዱት ፣ ነው ።

29 ጓደኞቻችንም ፣ ጠሩ ፣ ወዲያውም ፣ (ሰይፍን) ፣ ተቀበለ ፣ ወጋትም ።

30 ቅጣቴና ፣ ማስጠንቀቂያዎቼም ፣ እንዴት ፣ ነበሩ ?

31 እኛ ፣ በነሱ ፣ ላይ ፣ አንዲትን ፣ ጨኸት ፣ ላክንባቸው ፣ ወዲያውም ፣ ከበረት ፣ አጣሪ ፣ (አጥር) ፣ እንደ ፣ ተሰባቢ ፣ ርግጋፊ ፣ ኾኑ ።

32 ቁርአንንም ፣ ለመገንዘብ ፣ አገራነው ፣ ተገላጭም ፣ አልለን ?

33 የሉጥ ፣ ሕዝብ ፣ በአስፈራሪዎቹ ፣ አስተባበለች ።

34 እኛ ፣ በነርሱ ፣ ላይ ፣ ጠጠርን ፣ ያዘለች ፣ ነፋስን ፣ ላክን ፣ የሉጥ ፣ ቤተሰቦች ፣ ብቻ ፣ ሲቀሩ ፣ (እነሱንስ) ፣ በሌሊት ፣ መጨረሻ ፣ ላይ ፣ አዳንናቸው ።

35 ከኛ ፣ በኾነ ፣ ጸጋ ፣ (አዳንናቸው) ፣ እንደዚሁ ፣ ያመሰገንን ፣ ሰው ፣ እንመነዳለን ።

36 ብርቱይቱን ፣ አያያዛችንንም ፣ በእርግጥ ፣ አስጠንቀቃቸው ፣ በማስጠንቀቂያዎቹም ፣ ተከራከሩ ።

37 ከእንግዶቹም ፣ እንዲያስመቻቸው ደጋግመው ፣ ፈለጉት ፣ ወዲያውም ፣ ዓይኖቻቸውን ፣ አበስን ፣ ቅጣቴንና ፣ ማስጠንቀቂያዎቼንም ቅመሱ ፣ (አልናቸው) ።

38 በማለዳም ፣ ዘውታሪ ፣ የኾነ ፣ ቅጣት ፣ በእርግጥ ፣ ማለደባቸው ።

39 ቅጣቴንና ፣ ማስጠንቀቂያዎችንም ቅመሱ ፣ (ተባሉ) ።

40 ቁርአንንም ፣ ለመገንዘብ ፣ በእርግጥ ፣ አገራነው ፣ ተገላጭም ፣ አልለን ?

41 የፈርዖንንም ፣ ቤተሰቦች ፣ ማስጠንቀቂያዎች ፣ በእርግጥ ፣ መጡዋቸው ።

42 በታምራቶቻችን ፣ በሁሏም ፣ አስተባበሉ ፣ የብርቱ ፣ ቻይንም ፣ አያያዘ ፣ ያዘናቸው ።

43 ከሐዲዎቻችሁ ፣ ከነዚሃችሁ ፣ በላጮች ፣ ናቸውን ? ወይስ ፣ ለናንተ ፣ በመጽሐፎች ፣ ውስጥ ፣ (የተነገረ) ፣ ነጣነት ፣ አላችሁን ?

44 ወይስ ፣ እኛ ፣ የተረዳን ፣ ከምቹዎች ፣ ነን ፣ ይላሉን ?

45 ከምቹዎቹ ፣ በእርግጥ ፣ ድል ፣ ይመታሉ ፣ ጀርባዎችንም ፣ ያዞራሉ ።

46 ይልቁንም ፣ ሰዓቲቱ ፣ (ትንሣኤ) ፣ ቀጠሮዋቸው ፣ ናት ፣ ሰዓቲቱም ፣ በጣም ፣ የከበደችና ፣ የመረረች ፣ ናት ።

47 አመጣኞች ፣ በስሕተትና ፣ በእሳቶች ፣ ውስጥ ፣ ናቸው ።

48 በእሳት ፣ ውስጥ ፣ በፊቶቻቸው ፣ በሚገጡት ፣ ቀን ፣ የሰቀርን ፣ (1) መንካት ፣ ቅመሱ ፣ (ይባላሉ) ።

49 እኛ ፣ ሁሉን ፣ ነገር ፣ በልክ ፣ ፈጠርነው ።

50 ትእዛዛችንም ፣ እንደ ፣ ዓይን ፣ ቅጽበት ፣ አንዲት ፣ (ቃል) ፣ እንጅ ፣ ሌላ ፣ አይደለም ።

51 ብጢዎቻችሁንም ፣ በእርግጥ ፣ አጠፋን ፣ ተገላጭም ፣ አልለን ?


52 የሠሩትም ፣ ነገር ፣ ሁሉ ፣ በመጽሐፎች ፣ ውስጥ ፣ ነው ።

53 ትንሹም ፣ ትልቁም ፣ ሁሉ ፣ የተጻፈ ፣ ነው ።

54 አላህን ፣ ፈሪዎቹ ፣ በአትክልቶችና ፣ በወንዞች ፣ ውስጥ ፣ ናቸው ።

55 (እነሱም ፣ ውድቅ ፣ ቃልና ፣ መውወንጀል ፣ በሌለበት) ፣ በውነት ፣ መቀመጫ ፣ ውስጥ ፣ ቻይ ፣ እሆነው ፣ ንጉሥ ፣ ዘንድ ፣ ናቸው ።

1 ሰቀር ፣ የገሀንም ፣ ስም ፣ ነው ።



በአላህ ፣ ስም ፣ እጅግ ፣ በጣም ፣

1 አል-ረሕማን ፣

2 ቁርአንን ፣ አስተማረ ።

3 ሰውን ፣ ፈጠረ ።

4 መናገርን ፣ አስተማረው ።

5 ፀሐይና ፣ ጨረቃ ፣ በተወሰነ ፣ ልክ ፣ (ይኼዳሉ) ፣

6 ሐረግና ፣ ዛፍም ፣ (ለርሱ) ፣ ይሰግዳሉ ።

7 ሰማይንም ፣ አንናት ፣ ትክክለኛነትንም ፣ ደነገገ ።

8 በሚዛን ፣ (ስትመዝኑ) ፣ እንዳትበድሉ ።

9 መመዘንንም ፣ በትክክል ፣ መዝኑ ፣ ተመዛኙንም ፣ አታጉድሉ ።

10 ምድርንም ፣ ለፍጡሩ ፣ አደላደላት ።

11 በውስጡ ፣ እሸት ፣ ባለ ፣ ሺፋኖች ፣ የኾኑ ፣ ዘንባባዎችም ፣ ያሉባት ፣ ስትኾን ፣

- 12 የገለባ : ባለቤት : የኾነ : ቅንጣትም ፤ ባለ : መልካም : መዐዛ : ቅጠሎችም : (ያሉባት : ስትኾን) :
- 13 (ሰዎችና : ጋኔኖች : ሆይ) : ከጌታችሁም : ጸጋዎች : በየትኛው : ታስተባብላላችሁ ?
- 14 ሰውን : እንደ : ሸክላ : ከሚቅጩለጩል : ደረቅ : ጭቃ : ፈጠረው ።
- 15 ጃንንም : (1) ከእሳት : ከኾነ : ነበልባል : ፈጠረው ።
- 16 ከጌታችሁም : ጸጋዎች : በየትኛው : ታስተባብላላችሁ ?
- 17 የሁለቱ : ምሥራቆች : ጌታ ፤ የሁለቱ : ምዕራቦችም : ጌታ : ነው ።
- 18 ከጌታችሁም : ጸጋዎች : በየትኛው : ታስተባብላላችሁ ?
- 19 ሁለቱን : ባሕርዮች : የሚገናኙ : ሲኾኑ : ለቀቃቸው ።
- 20 (እንዳይዋሐዱ) : በመካከላቸው : ጋራጅ : አልለ ፤ (እንዱ : ባንዱ : ላይ) : ወሰን : አያልፉም ፤
- 21 ከጌታችሁም : ጸጋዎች : በየትኛው : ታስተባብላላችሁ ?
- 22 ሉልና : መርጃን : ከሁለቱ : (2) ይወጣል ።
- 23 ከጌታችሁም : ጸጋዎች : በየትኛው : ታስተባብላላችሁ ?
- 24 እንደ : ጋራዎች : ኾነው : በባሕር : ውስጥ : የተሠሩት : ተንሻላዮቹም : (ታንኳዎች) : የርሱ : ናቸው ።
- 25 ከጌታችሁም : ጸጋዎች : በየትኛው : ታስተባብላላችሁ ?

- 26 በርሷ : (በምድር) : ላይ : ያለው : ሁሉ : ጠፈ : ነው ።
- 27 የልቅናና : የልግሥና : ባለቤት : የኾነው : የጌታህ : ፊትም : ይቀራል ። (አይጠፋም) ።
- 28 ከጌታችሁም : ጸጋዎች : በየትኛው : ታስተባብላላችሁ ?
- 29 በሰማያትና : በምድር : ውስጥ : ያሉት : ሁሉ : ይለምኑታል ፤ በየቀኑ : ሁሉ : እርሱ : በሥራ : ላይ : ነው ።
- 30 ከጌታችሁም : ጸጋዎች : በየትኛው : ታስተባብላላችሁ ?
- 31 እናንተ : ሁለት : ከባዶች : (ሰዎችና : ጋኔኖች) : ሆይ : ለናንተ : (መቆጣጠር) : በእርግጥ : እናስባለን ። (1)
- 32 ከጌታችሁም : ጸጋዎች : በየትኛው : ታስተባብላላችሁ ?
- 33 የጋኔንና : የሰው : ጭፍሮች : ሆይ : ከሰማያትና : ከምድር : ቀበሌዎች : መውጣትን : ብትኾሉ : ውጤ ፤ በስልጣን : እንጅ : አትወጡም ። (ግን : ስልጣን : የላችሁም) ።
- 34 ከጌታችሁም : ጸጋዎች : በየትኛው : ታስተባብላላችሁ ?
- 35 በሁለታችሁም : ላይ : ከእሳት : ነበልባል : ጭስም : ይላክባችኋል ፤ (ሁለታችሁም) : አትረዱምም ።
- 36 ከጌታችሁም : ጸጋዎች : በየትኛው : ታስተባብላላችሁ ?
- 37 ሰማይም : በተሰነጠቀችና : እንደ : ጸጌ : ረዳ : እንደታረበ : ቆዳ : ።

- 38 ከጌታችሁም : ጸጋዎች : በየትኛው : ታስተባብላላችሁ ?
- 39 በዚያም : ቀን : ሰውም : ጃንም : ከታጠሉት : ገና : አይጠየቅም ።
- 40 ከጌታችሁም : ጸጋዎች : በየትኛው : ታስተባብላላችሁ ?
- 41 ከሐዲዎች : በምልክታቸው : ይታወቃሉ ። እናቶቻቸውንና : ጫማዎቻቸውንም : ይያዛሉ ።
- 42 ከጌታችሁም : ጸጋዎች : በየትኛው : ታስተባብላላችሁ ።
- 43 ይህኛ : ያኛ : አመጠኞች : በርሷ : ያስተባብሉባት : የነበረችው : ገሀንም : ናት : (ይባላሉ) ።
- 44 በርሷና : በጣም : ሞቃት : በኾነ : ፍል : ውሃ : መካከል : ይመለላላሉ ።
- 45 ከጌታችሁም : ጸጋዎች : በየትኛው : ታስተባብላላችሁ ?
- 46 በጌታውም : ፊት : መቆምን : ለፈራ : ሰው : ሁለት : ገነቶች : አሉት ።
- 47 ከጌታችሁም : ጸጋዎች : በየትኛው : ታስተባብላላችሁ ?
- 48 የቀንዘሎች : ባለ : ቤቶች : የኾኑ : (ገነቶች : አሉት) ።
- 49 ከጌታችሁም : ጸጋዎች : በየትኛው : ታስተባብላላችሁ ?
- 50 በሁለቱ : ውስጥ : የሚፈሱ : ሁለት : ምንጮች : አልሉ ።
- 51 ከጌታችሁም : ጸጋዎች : በየትኛው : ታስተባብላላችሁ ?
- 52 በሁለቱ : ውስጥ : ከፍራፍሬዎች : ሁሉ : ሁለት : ዓይነቶች : (እርጥበና : ደረቅ) : አልሉ ።

- 53 ከጌታችሁም : ጸጋዎች : በየትኛው : ታስተባብላላችሁ ?
- 54 የውስጥ : ጉስጉሳቸው : ከወፍራም : ሐር : በኾኑ : ምንጣሮች : ላይ : የተመቻቹ : ሲኾኑ : (ይንፈላሰሳሉ) ፤ የሁለቱም : ገነቶች : ፍሬ : (ለለቃሚ) : ቅርብ : ነው ።
- 55 ከጌታችሁም : ጸጋዎች : በየትኛው : ታስተባብላላችሁ ?
- 56 በውስጣቸው : ከበፈታቸው : (ከባሉቻቸው : በፊት) : ሰውም : ጃንም : ያልገሠሰቸው : ዓይኖቻቸውን : (በባሉቻቸው : ላይ) : አላጣሪዎች : (ሴቶች) : አልሉ ።
- 57 ከጌታችሁም : ጸጋዎች : በየትኛው : ታስተባብላላችሁ ?
- 58 ልክ : ያቁትና : መርጃን : (1) ይመስላሉ ።
- 59 ከጌታችሁም : ጸጋዎች : በየትኛው : ታስተባብላላችሁ ?
- 60 የበጎ : ሥራ : ጭንቀት : በጎ : እንጅ : ሌላ : ነውን ?
- 61 ከጌታችሁም : ጸጋዎች : በየትኛው : ታስተባብላላችሁ ?
- 62 ከሁለቱ : ገነቶችም : ሌላ : ሁለት ገነቶች : አልሉ ።
- 63 ከጌታችሁም : ጸጋዎች : በየትኛው : ታስተባብላላችሁ ?
- 64 ከልምላሚያቸው : የተነሳ : ወደ : ጥቁረት : ያዘነበሉ : ናቸው ።
- 65 ከጌታችሁም : ጸጋዎች : በየትኛው : ታስተባብላላችሁ ?
- 66 በውስጣቸው : ሁለት : የሚንጅፉ : ምንጮች : አልሉ ።


1 የጋኔን : አባት ።
 2 ከእንደኛው : ከወጣው

1 ሆነ : ብለን : እናስብበታለን : ይህ : ብርቱ : ዛቻ : ነው ።

1 ለገጥ : የሚኾኑ : የሚያንጸባረቁ : ከብር : ደንጊያዎች : ናቸው ።

- 67 ከጌታችሁም ፡ ጸጋዎች ፡ በየትኛው ፡ ታስተባብላላችሁ ?
- 68 በውስጣቸው ፡ ፍራፍሬ ፡ ዘምባባም ፡ ፋማንም ፡ አልለ ።
- 69 ከጌታችሁም ፡ ጸጋዎች ፡ በየትኛው ፡ ታስተባብላላችሁ ?
- 70 በውስጣቸው ፡ ጠባዩ ፡ መልካምች ፡ መልክ ፡ ውበት ፡ (ሴቶች) ፡ አልለ ።
- 71 ከጌታችሁም ፡ ጸጋዎች ፡ በየትኛው ፡ ታስተባብላላችሁ ?
- 72 በድንኳኖች ፡ ውስጥ ፡ የተጨጉሉ ፡ የዓይኖቻቸው ፡ ጥቁረትና ፡ ንጣት ፡ ደማቅ ፡ የኾኑ ፡ ናቸው ።

- 73 ከጌታችሁም ፡ ጸጋዎች ፡ በየትኛው ፡ ታስተባብላላችሁ ?
- 74 ከነሱ ፡ በፊት ፡ ሰውም ፡ ጃንም ፡ አልገሠሣቸውም ።
- 75 ከጌታችሁም ፡ ጸጋዎች ፡ በየትኛው ፡ ታስተባብላላችሁ ?
- 76 በሚያረገርጉ ፡ አረንጓዴ ፡ ምንጣሮችና ፡ በሚያማምሩ ፡ ስጋጃዎች ፡ ላይ ፡ የተደላደሉ ፡ ሲኾኑ ፡ (ይቀመጣሉ) ።
- 77 ከጌታችሁም ፡ ጸጋዎች ፡ በየትኛው ፡ ታስተባብላላችሁ ?
- 78 የግርማና ፡ የመክበር ፡ ባለቤት ፡ የኾነው ፡ ጌታህ ፡ ስም ፡ ተባረከ ።



- በአላህ ፡ ስም ፡ እጅግ ፡ በጣም ፡ ርኅሩህ ፡ በጣም ፡ አዛኝ ፡ በሆነው ።
- 1 መከራይቱ ፡ በወደቀች ፡ ጊዜ ።
- 2 ለመውደቋ ፡ አስተባባይ ፡ (ነፍስ) የለችም ።
- 3 ዝቅ ፡ አድራጊና ፡ ከፍ ፡ አድራጊ ፡ ናት ።
- 4 ምድር ፡ መናወጥን ፡ በተናወጠች ፡ ጊዜ ።
- 5 ተራራዎችም ፡ መፍፈርፈርን ፡ በተፈረፈሩ ፡ ጊዜ ፡ (እንደተፈጩ ፡ ዱቄት ፡ በኾኑ ፡ ጊዜ) ።
- 6 የተበተነ ፡ ብናኝ ፡ በኾኑም ፡ ጊዜ ፡

- 7 ሦስት ፡ ዓይነቶችም ፡ በኾናችሁ ፡ ጊዜ ፡ (ታዋርዳለች ፤ ታነሳለችም) ።
- 8 የቀኝ ፡ ጓዶችም ፡ ምን ፡ (የተከበሩ) ፡ የቀኝ ፡ ጓዶች ፡ ናቸው ።
- 9 የግራ ፡ ጓዶችም ፡ ምን ፡ (የተዋረዱ) ፡ የግራ ፡ ጓዶች ፡ ናቸው ።
- 10 (ለበኅ ፡ ሥራ) ፡ ቀዳሚዎቹም ፡ (ለገነት) ፡ ቀዳሚዎች ፡ ናቸው ።
- 11 እነዚያ ፡ ባለሟሎቹ ፡ ናቸው ።
- 12 በመጠቀሚያ ፡ ገነቶች ፡ ውስጥ ፡ ሲኾኑ ።
- 13 ከፊተኞቹ ፡ ብዙ ፡ ጭፍሮች ፡ ናቸው ።

- 14 ከኋለኞቹም ፡ ጥቂቶች ፡ ናቸው ።
- 15 በተታቱ ፡ አልጋዎች ፡ ላይ ፡ ይኾናሉ ።
- 16 በርሷ ፡ ላይ ፡ የተመቻቹና ፡ ፊት ፡ ለፊት ፡ የተቅጣጩ ፡ ሲኾኑ ።
- 17 በነሱ ፡ ላይ ፡ ሁል ፡ ጊዜ ፡ የማያረጁ ፡ ወጣቶች ፡ ልጆች ፡ ይዘዋወራሉ ።
- 18 ከጣጅ ፡ ምንጭም ፡ በብርጫቆዎችና ፡ በኩስኩስቶች ፡ በጽዋም ፡ (በነሱ ፡ ላይ ፡ ይዘራሉ) ።
- 19 ከርሷ ፡ የራስ ፡ ምታት ፡ አያገኛቸውም ፤ አይሰክሩምም ።
- 20 ከሚመርጡትም ፡ ዓይነት ፡ በእሾቶች ።
- 21 ከሚሹትም ፡ በኾነ ፡ የበራሪ ፡ ሥጋ ፡ (ይዘሩባቸዋል) ።
- 22 ዓይናማዎች ፡ የኾኑ ፡ ነጫጭ ፡ ቆንጆዎችም ፡ አሏቸው።
- 23 ልክ ፡ እንደተሸፈነ ፡ ሉል ፡ መስሎች ፡ የኾኑ ።
- 24 በዚያ ፡ ይሠሩት ፡ በነበሩት ፡ ምክንያት ፡ ዋጋ ፡ ይኾን ፡ ዘንድ ፡ (ይህንን ፡ አደረግንላቸው) ።
- 25 በውስጥዋ ፡ ውድቅ ፡ ንግግርንና ፡ መውወንጀልን ፡ አይሰሙም ።
- 26 ግን ፡ ሰላም ፡ መባባልን ፡ (ይሰማሉ) ።
- 27 የቀኝም ፡ ጓዶች ፡ ምንኛ ፡ (የከበሩ) ፡ የቀኝ ፡ ጓዶች !
- 28 በተቀፈቀፈ ፡ (እሾህ ፡ በሌለው) ፡ ቁርቁራ ፡ ውስጥ ፡ ናቸው ።
- 29 (ፍሬው) ፡ በተነባበረ ፡ በሙዝ ፡ ዛፍም ።
- 30 በተዘረጋ ፡ ጥላ ፡ ሥርም ።
- 31 በሚንቧቧ ፡ ውሃ ፡ አጠገብም ።

- 32 ብዙ ፡ (ዓይነት) ፡ በኾኑ ፡ ፍራፍሬዎችም ።
- 33 የማትቋረጥም ፡ የማትከለከልም ፡ የኾኑች ።
- 34 ከፍ ፡ በተደረጉ ፡ ምንጣሮችም ፡ (ሴቶችም ፡ መካከል) ።
- 35 እኛ ፡ አዲስ ፡ ፍጥረት ፡ አድርገን ፡ (ለነሱ) ፡ ፈጠርናቸው ።
- 36 ደናግሎችም ፡ አደረግናቸው ።
- 37 ለባሎቻቸው ፡ ተሽምርሟሪዎች ፡ እኩያዎች ፡ (አደረግናቸው) ።
- 38 ለቀኝ ፡ ጓዶች ፡ (አዘጋጀናቸው) ።
- 39 ከፊተኞቹ ፡ ብዙ ፡ ጭፍሮች ፡ ናቸው ።
- 40 ከኋለኞቹም ፡ ብዙ ፡ ጭፍሮች ፡ ናቸው ።
- 41 የግራ ፡ ጓዶችም ፡ ምንኛ ፡ (የተዋረዱ) ፡ የግራ ፡ ጓዶች ! ናቸው ።
- 42 በመርዛም ፡ ነፋስ ፡ በጣም ፡ በፈላ ፡ ውሃም ፡ ውስጥ ፡ ናቸው ።
- 43 ከጥቁር ፡ ጭስም ፡ በኾነ ፡ ጥላ ፡ ውስጥ ።
- 44 ቀዝቃዛም ፡ መልካምም ፡ ያልኾነ ።
- 45 እነርሱ ፡ ከዚህ ፡ በፊት ፡ ቅምጥሎች ፡ ነበሩና ።
- 46 በታላቅ ፡ ጎጠአትም ፡ ላይ ፡ ይዘወትሩ ፡ ነበሩና ።
- 47 ይሉም ፡ ነበሩ ፡— በሞትንና ፡ ዐፈር ፡ ዐጥንቶችም ፡ በኾኑ ፡ ጊዜ ፡ እኛ ፡ በእርግጥ ፡ የምንቀስቀስ ፡ ነን?
- 48 የፊተኞቹ ፡ አባቶቻችንም ?
- 49 በላቸው ፡— ፊተኞቹም ፡ ኋለኞቹም ።


50 በተወሰነ : ቀን : ቀጠሮ : በእርግጥ : ተሰብሳቢዎች : ናቸው ።
 51 ከዚያም : እናንተ : ጠማሞች : አስተባባዮች : ሆይ ፤
 52 ከዘቁም : ዛፍ : በእርግጥ : በይዎች : ናችሁ ።
 53 ክርሷም : ሆይቻችሁን : ሞይዎች : ናችሁ ።
 54 በርሱ : ላይም : ከፈላ : ውሃ : ጠጪዎች : ናችሁ ።
 55 የተጠመንም : ግመሎች : አጠጣጥ : ብጤ : ጠጪዎች : ናችሁ ።
 56 ይህ : በፍርድ : ቀን : መስተንግዲቸው : ነው ።
 57 እኛ : ፈጠሮናችሁ ፤ አታምኑምን?
 58 (በማገፀኖች) : የምታፈሱትን : አያችሁን?
 59 እናንተ : ትፈጥሩታላችሁን? ወይስ : እኛ : ፈጣሪዎቹ : ነን ።
 60 እኛ : ሞትን : (ጊዜውን) : በመካከላችሁ : ወሰንን ። እኛም : ተሸናፊዎች : አይደለንም ።
 61 ብጤዎቻችሁን : በመለወጥና : በዚያ : በማታውቁትም : (ቅርጽ) : እናንተን : በመፈጠር : ላይ : (አንሸነፍም) ።
 62 የፊተኛይቱንም : አፈጣጠር : (1) በእርግጥ : ዐውቃችኋል ፤ አትገንዘቡምን?
 63 የምትዘሩትንም : አያችሁን?
 64 እናንተ : ታበቅሉታላችሁን ? ወይስ : እኛ : አብቃዮቹ : ነን ?
 65 ብንሻ : ኖሮ : ደረቅ : ስብርብር : ባደረግነውና : የምትደነቁም : በሽናችሁ : ነበር ።

66 እኛ : በዕዳ : ተያገኖች : ነን ።
 67 በእርግጥም : እኛ : (ከመጠቀም) : የተከለከልን : ነን : (ትሉ : ነበር)።
 68 ያንንም : የምትጠጡትን : ውሃ : አያችሁን?
 69 እናንተ : ከደመናው : አወረዳችሁትን? ወይስ : እኛ : አውራጃቹ : ነን ?
 70 ብንሻ : ኖሮ : መርጋጋ : ባደረግነው : ነበር ። አታመሰግኑምን ?
 71 ያቺንም : የምትሰብዱትን : እሳት : አያችሁን ?
 72 እናንተ : ዛፍን : ፈጠራችሁን ? ወይስ : እኛ : ፈጣሪዎችዎ : ነን ?
 73 እኛ : (ለገሃነም) : ማስታወሻ : ለመንገደኞችም : መጠቀሚያ : አደረግናት ።
 74 የታላቁን : ጌታህንም : ስም : አወድስ ።
 75 በከዋክብትም : መጥለቂያዎች : እምላለሁ ።
 76 እርሱም : ብታወቁ : ታላቅ : መሐላ : ነው ።
 77 እርሱ : የከበረ : ቁርአን : ነው ።
 78 በተጠበቀ : መጽሐፍ : ውስጥ : ነው ።
 79 የተጥራሩት : እንጅ : ሌላ : አይነካውም ።
 80 ከዓለማት : ጌታ : የተወረደ : ነው ።
 81 በዚህ : ንግግር : እናንተ : ቸልተኞች : ናችሁን ?
 82 ሲላዎችሁንም : (ዝናምን) : እናንተ : የምታስተባብሩት : ታደርጋላችሁን ?
 83 (ነፍስ) : ጉረሮንም : በደረሰች : ጊዜ ።

1 የአዳምን ፀረርነት የሌዋንን ሥጋነት የናንተን ክፍትወት ጠብታ መገኘት ።

84 እናንተ : ያን : ጊዜ : የምታዩ : ስትሾኑ ።
 85 እኛም : ግን : አታዩም : እንጅ : ከናንተ : ይልቅ : ወደርሱ : የቀረብን : ስንሾን ።
 86 የማትዳኙም : ከሾናችሁ ።
 87 እውነተኞች : እንደ : ሾናችሁ : (ነፍሱቱን : ወደ : አካሉ) : ለምን : አትመልሷትም ።
 88 (ሟቹ) : ከባለሟሎቹ : ቢሾንም ።
 89 (ለርሱ) : ዕረፍት : መልካም : ሲሳይም : የመጠቀሚያ : ገነትም : አልለው ።

90 ከቀኝ : ጓዶችም : ቢሾንም ።
 91 ከቀኝ : ጓዶች : ስለ : ሾንክ : ላንተ : ሰላም : አልለህ : (ይባላል) ።
 92 ከሚያስዋሹት : ጠማማዎችም : ቢሾንም ።
 93 ከፈላ : ውሃ : የሾነ : መስተንግዲ : አልለው ።
 94 በገሀነም : መቃጠልም : (አልለው) ።
 95 ይህ : እርሱ : እርግጠኛ : እውነት : ነው ።
 96 የታላቁንም : ጌታህን : ስም : አወድስ ።



በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም : ርገሩህ : በጣም : አዛኝ : በሆነው።
 1 በሰማያትና : በምድር : ያለው : ሁሉ : ለአላህ : አምገሰ ፤ እርሱም : ሁሉን : አሸናፊው : ጥበበኛው : ነው ።
 2 የሰማያትና : የምድር : ንግሥና : የርሱ : ብቻ : ነው ፤ ሕያው : ያደርጋል ፤ ይገድላልም ፤ እርሱም : በነገሩ : ሁሉ : ላይ : ቻይ : ነው ።
 3 እርሱ : ፊትም : ያለ : ኋላም : ቀሪ : ግልጽም : ስውርም : ነው ፤ እርሱም : ነገሩን : ሁሉ : ዐዋቂ : ነው ።

4 እርሱ : ያ : ሰማያትንና : ምድርን : በስድስት : ቀናት : ውስጥ : የፈጠረ : ከዚያም : በዙፋኑ : ላይ : (ሥልጣኑ) : የተደላደለ : ነው ፤ በምድር : ውስጥ : የሚገባውን : ክርሷም : የሚወጣውን : ከሰማይም : የሚወርደውን : በርሷም : ውስጥ : የሚያርገውን : ያውቃል ፤ እርሱም : የትም : ብትሾኑ : ከናንተ : ጋር : ነው ፤ አላህም : የምትሠሩትን : ሁሉ : ተመልካች : ነው ።
 5 የሰማያትና : የምድር : ንግሥና : የርሱ : ብቻ : ነው ፤ ነገሮችም :


(ሁሉ) : ወደ : አላህ : ብቻ : ይመ
ለላሉ ።
6 ሌሊትን : በቀን : ውስጥ : ያስገ
ባል ፤ ቀንንም : በሌሊት : ውስጥ :
ያስገባል ፤ እርሱም : በልቦች :
ውስጥ : የተደበቁትን : ዐዋቂ :
ነው ።
7 በአላህና : በመልክተኛው : እ
መኑ ፤ (አላህ) : በርሱ : ተተኪ
ዎች : ባደረጋችሁም : ገንዘብ :
ለግሱ ፤ እነዚያም : ከናንተ : ው
ስጥ : ያመኑትና : የለገሱት :
ለነርሱ : ታላቅ : ምንዳ : አልላ
ቸው ።
8 መልክተኛው : በጌታችሁ : እን
ድታምኑ : የሚጠራችሁ ሲኾን :
(ጌታችሁ) : ኪዳናችሁንም : የያ
ዘባችሁ : ሲኾን : በአላህ : የማ
ታምኑት : ለናንተ : ምን : አላ
ችሁ ? የምታምኑ : ብትኾኑ :
(ወደ : እምነት : ቸኩሉ) ።
9 እርሱ : ከጨለማዎች : ወደ :
ብርሃን : ሊያወጣችሁ : ያ : ግል
ጾች : የኾኑን : አንቀጾች : በባሪ
ያው : ላይ : የሚያወርድ : ነው ፤
አላህም : ለናንተ : በእርግጥ :
ርገሩላ : አዛኝ : ነው ።
10 የሰማያትና : የምድር : ውርስ :
ለአላህ : ሲኾን : በአላህ : መን
ገድ : የማትለግሱትም : ለናንተ :
ምን : አልላችሁ ? ከናንተ :
ውስጥ : (መካን) : ከመክፈት :
በፊት : የለገሰና : የተጋደለ :
ሰው : (ከተከፈተች : በኋላ : ከለ
ገሰና : ከተጋደለ : ጋር) : አይተ
ካከልም ፤ ከነዚያ : በኋላ : ከለ
ገሱትና : ከተጋደሉት : እነዚህ :
በደረጃ : በጣም : የላቁ : ናቸው ፤

ሁሉንም : አላህ : መልካሚቱን :
ተስፋ : ቃል : ገብቶላቸዋል ፤
አላህም : በምትሠሩት : ሁሉ :
ውስጠ : ዐዋቂ : ነው ።
11 ያ : ለአላህ : መልካም : ብድ
ርን : የሚያበድር : ለርሱም :
(አላህ) : የሚያነብርለት : ሰው :
ማነው ? ለርሱም : መልካም :
ምንዳ : አልለው ።
12 ምእምናንና : ምእምናትን : በስ
ተፊቶቻቸው : በቀኞቻቸውም :
ብርሃናቸው : የሚሮጥ : ሲኾን :
በምታያቸው : ቀን : (ምንዳ :
አልላቸው) ። ዛሬ : ብስራታችሁ :
በውስጠቻቸው : ዘውታሪዎች :
ስትኾኑ : ከሥሮቻቸው : ወን
ዞች : የሚፈሱባቸው : ገነቶች :
ናቸው : (ይባላሉ) ። ይህ : እርሱ :
ታላቁ : ዕድል : ነው ።
13 መናፍቃንና : መናፍቃት : ለነ
ዚያ : ለአመኑት : ተመልክቱን ፤
ከብርሃናችሁ : እናበራለንና :
የሚሉበትን : ቀን : (አስታውስ) ፤
ወደ : ኋላችሁ : ተመለሱ ፤ ብር
ሃንንም : ፈልጉ : ይባላሉ ፤ በመ
ካከላቸውም : ለርሱ : ደጃፍ :
ባለው : አጥር : ይከለላል ፤ ግቢው
በውስጡ : ችሮታ : (ገነት) : ያለ
በት : ውጭውም : ከበኩሉ :
ስቃይ : (እሳት) : ያለበት : የኾነ :
(ደጃፍ : ባለው : አጥር) ።
14 ከናንተ : ጋር : አልነበርንምን ?
በማለት : ይጠሩዎቸዋል፤ እውነት :
ነው ፤ ግን : እናንተ : ነፍሶቻች
ሁን : አጠፋችሁ ፤ (በነቢዩ :
አደጋዎችን) : ተጠባብቃችሁም ፤
ተጠራጠራችሁም ፤ የአላህም :
ትእዛዝ : እስከ : መጣ : ድረስ :
ከንቱ : ምኞቶች : አታለሏችሁ ፤

አታላዩም : (ሰይጣን) : በአላህ :
(መታገሥ) : ሸነገላችሁ ፤ ይሏ
ቸዋል ።
15 ዛሬም : ከናንተ : ቤዛ : አይወስ
ድም ፤ ከነዚያ : ከካዱትም ፤ መኖ
ሪያችሁ : እሳት : ናት ፤ እርሷ : ተ
ገቢያችሁ : ናት ፤ ምን : ትከፋም :
መመለሻ ! (ይሏችዋል) ።
16 ለነዚያ : ለአመኑት : ለአላህ :
ተግግጽና : ከቁርአንም : ለወረ
ደው : ልቦቻቸው : ሊፈሩ : እንደ
ነዚያም : በፊት : መጽሐፍን :
እንደ : ተሰጡትና : በነርሱ :
ላይ : ጊዜ : እንደ : ረዘመባቸው :
ልቦቻቸውም : እንደ : ደረቁት :
ላይኾኑ : (ጊዜው) : አልቀረበ
ምን ? ከነርሱም : ብዙዎቹ :
አመጠኞች : ናቸው ።
17 አላህ : ምድርን : ከሞተች :
በኋላ : ሕያው : የሚያደርጋት :
መኾኑን : ዕውቁ ፤ ታውቁ :
ዘንድ : አንቀጾችን : ለናንተ : በእ
ርግጥ : አብራራገላችሁ ።
18 የመጸወቱ : ወንዶችና : የመጸ
ወቱ : ሴቶች : ለአላህም : መልካ
ምን : ብድር : ያበደሩ : ለነርሱ :
ይደራረብላቸዋል ፤ ለነርሱም :
መልካም : ምንዳ : አላቸው ።
19 እነዚያም : በአላህና : በመልክ
ተኞቹ : ያመኑት : እነዚያ : እነሱ :
በጣም : እውነተኞቹ : በጌታቸ
ውም : ዘንድ : መስካሪዎቹ :
ናቸው ፤ ለነርሱ : ምንዳቸው : ብ
ርሃናቸውም : አልላቸው ፤ እነዚ
ያም : የካዱት : በአንቀጾቻች
ንም : ያስተባበሉት : እነዚያ :
የእሳት : ጓዶች : ናቸው ።
20 ቅርቢቱ : ሕይወት : ጨዋታና :
ዛዛታ : ማጌጫም : በመካከላች

ሁም : መፎካከሪያ : በገንዘብ
ችና : በልጆችም : ብዛት : መበ
ላለጫ : ብቻ : መኾንምን : ዕውቁ ፤
(እርሷ) : በቃዩ : ገበሬዎችን :
እንደሚያስደስት : ዝናም : ከዚ
ያም : በቃዩ : እንደሚደርቅና : ተ
ገርጥቶ : እንደምታየው : ከዚ
ያም : የተሰባበረ : እንደሚኾን :
ብጤ : ናት ፤ በመጨረሻይቱም :
ዓለም : ብርቱ : ቅጣት : ከአላ
ህም : ምሕረትና : ውዴታ :
አልለ ፤ የቅርቢቱም : ሕይወት :
የመታለያ : ጥቅም : እንጅ : ሌላ :
አይደለችም ።
21 ከጌታችሁ : ወደ : ኾነች : ም
ሕረት : ወርዷ : እንደ : ሰማ
ይና : ምድር : ወርድ : ወደ :
ኾነችም : ገነት : ተሸቀዳደሙ ፤
ለነዚያ : በአላህና : በመልክተ
ኞቹ : ላመኑት : ተዘጋጅታለች ።
ይህ : የአላህ : ችሮታ : ነው ፤
ለሚሻው : ሰው : ይሰጠዋል ፤
አላህም : የታላቅ : ችሮታ : ባለ
ቤት : ነው ።
22 በምድርም : በነፍሶቻችሁም :
መከራ : (ማንንም) : አትነካም :
ሳንፈጥራት : በፊት : በመጽሐፍ :
የተመዘገቡት : ብትኾን : እንጅ ፤
ይህ : በአላህ : ላይ : ገር : ነው ።
23 (ይህ : ማሳወቃችን) : ባመለጣ
ችሁ : ጸጋ : ላይ : እንዳታዝኑ :
አላህም : በሰጣችሁ : ነገር :
(በትዕቢት) : እንዳትደሰቱ : ነው ፤
አላህም : ኩራተኛን : ጉረኛን :
ሁሉ : አይወድም ።
24 (እነርሱም) : እነዚያ : የሚሰስ
ቱና : ሰዎችንም : በስስት : የሚ
ያዙ : ናቸው ፤ (ከውነት) : የሚ
ሸሸም : ሰው : (ጥፋቱ : በራሱ :

★ ★ ★



ላይ ፡ ነው) ፤ አላህም ፡ እርሱ ፡ ተብቃቂ ፡ ምስጉን ፡ ነው ።

25 መልክተኞቻችንን ፡ በግልጽ ፡ ማስረጃዎች ፡ በእርግጥ ፡ ላክን ፤ ሰዎችም ፡ በትክክል ፡ ቀጥ ፡ እንዲሉ ፡ መጽሐፎችንና ፡ ሚዛንን ፡ ወደነርሱ ፡ አወረድን ፤ ብረትንም ፡ በውስጡ ፡ ብርቱ ፡ ጎይልና ፡ ለሰዎችም ፡ መጠቃቀሚያዎች ፡ ያሉበት ፡ ሲኾን ፡ አወረድን ፤ (እንዲጠቀሙበት) ፡ አላህም ፡ ሃይማኖቱንና ፡ መልክተኞቹን ፡ በሩቅ ፡ ኾኖ ፡ የሚረዳውን ፡ ሰው ፡ ሊያውቅ ፡ (ሊገልጽ ፡ አወረድው) ፤ አላህ ፡ ብርቱ ፡ አሸናፊ ፡ ነውና ።

26 ኑሕን ፡ ኢብራሂምንም ፡ በእርግጥ ፡ ላክን ፤ በዘሮቻቸውም ፡ ውስጥ ፡ ነቢይነትንና ፡ መጽሐፎችን ፡ አደረግን ፤ ከነሱም ፡ ቅን ፡ አልለ ፤ ከነሱም ፡ ብዙዎቹ ፡ አመጣች ፡ ናቸው ።

27 ከዚያም ፡ በዱካዎቻቸው ፡ ላይ ፡ መልክተኞቻችንን ፡ አስከታተልን ፡ የመርየምን ፡ ልጅ ፡ ዲላንም ፡ አስከተልን ፤ ኢንጂልንም ፡ ሰጠነው ፤ በነዚያም ፡ በተከተሉት ፡

(ሰዎች) ፡ ልቦች ፡ ውስጥ ፡ መለዘብንና ፡ እዝነትን ፡ አዲስ ፡ የፈጠሩዎትንም ፡ ምንኩስና ፡ አደረግን ፤ በነርሱ ፡ ላይ ፡ (ምንኩስናን) ፡ አልጻፍናትም ፤ ግን ፡ የአላህን ፡ ውዴታ ፡ ለመፈለግ ፡ ሲሉ ፡ (ፈጠሩዎት) ፤ ተገቢ ፡ አጠባበቋችንም ፡ አልጠበቋችንም ፤ ከነርሱም ፡ ለነዚያ ፡ ላመኑት ፡ ምንዳቸውን ፡ ሰጠናቸው ፤ ከነሱም ፡ ብዙዎቹ ፡ አመጣች ፡ ናቸው ።

28 እላንተ ፡ ያመናችሁ ፡ ሆይ ፤ አላህን ፡ ፍሩ ፤ በመልክተኛውም ፡ እመኑ ፤ ከችሮታው ፡ ሁለትን ፡ ክፍሎች ፡ ይሰጣችኋልና ፤ ለናንተም ፡ በርሱ ፡ የምትኼዱበት ፡ የኾነ ፡ ብርሃንን ፡ ያደርግላችኋል ፤ ለናንተም ፡ ይምራል ፤ አላህም ፡ መሐሪ ፡ አዛኝ ፡ ነው ።

29 (ይህም) ፡ የመጽሐፉ ፡ ሰዎች ፡ ከአላህ ፡ ችሮታ ፡ በምንም ፡ ላይ ፡ የማይችሉ ፡ መኾናቸውን ፡ ችሮታም ፡ በአላህ ፡ እጅ ፡ ነው ፤ ለሚሻው ፡ ሰው ፡ ይሰጠዋል ፡ ማለትን ፡ እንዲያውቁ ፡ ነው ፤ አላህም ፡ የታላቅ ፡ ችሮታ ፡ ባለቤት ፡ ነው ።

በአላህ ፡ ስም ፡ እጅግ ፡ በጣም ፡ 4 ያላገኘም ፡ ሰው ፡ ከመነካካታቸው ፡ በፊት ፡ ሁለት ፡ የተከታተሉ ፡ ወሮችን ፡ መጸም ፡ አለበት ። ያልቻለም ፡ ሰው ፡ ስድሳ ፡ ድኾችን ፡ ማብላት ፡ (አለበት) ፤ ይህ ፡ በአላህና ፡ በመልክተኛው ፡ እንድታምኑ ፡ ነው ። ይህችም ፡ የአላህ ፡ ሕግጋት ፡ ናት ፡ ለከሐዲዎችም ፡ አሳማሚ ፡ ቅጣት ፡ አልላቸው ።

5 ግልጾች ፡ ማስረጃዎችን ፡ ያወረድን ፡ ስንኾን ፡ እነዚያ ፡ አላህንና ፡ መልክተኛውን ፡ የሚከራከሩ ፡ እነዚያ ፡ ከነሱ ፡ በፊት ፡ የነበሩት ፡ እንደተዋረዱ ፡ ይዋረዳሉ ፤ ለከሐዲዎችም ፡ አዋራጅ ፡ ቅጣት ፡ አልላቸው ።

6 አላህ ፡ ሁላቸውንም ፡ በሚቀሰቅሳቸው ፡ ቀን ፡ (ይቀጣቸዋል) ፤ የሠሩትንም ፡ ሁሉ ፡ ይነግራቸዋል ፤ የረሱት ፡ ሲኾኑ ፡ አላህ ፡ ዐውቆታል ። አላህም ፡ በነገሩ ፡ ሁሉ ፡ ላይ ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ።

7 አላህ ፡ በሰማያት ፡ ውስጥ ፡ ያለውን ፡ በምድርም ፡ ውስጥ ፡ ያለውን ፡ ሁሉ ፡ የሚያውቅ ፡ መኾኑን ፡ አታይምን ? ከምስት ፡ ሰዎች ፡ መኾካቸው ፡ አይኖርም ፡ እርሱ ፡ አራተኛቸው ፡ ቢኾን ፡ እንጂ ፤ ከአምስትም ፡ (አይኖርም) ፡ እርሱ ፡ ስድስተኛቸው ፡

1 አላህ ፡ የዚያችን ፡ በባሏ ፡ (ነገር) ፡ የምትከራከርህንና ፡ ወደ ፡ አላህ ፡ የምታሰሙተውን ፡ (ሴት) ፡ ቃል ፡ በእርግጥ ፡ ሰማ ። አላህም ፡ (በንግግር) ፡ መመላለሳችሁን ፡ ይሰማል ። አላህ ፡ ሰሚ ፡ ተመልካች ፡ ነውና ።

2 እነዚያ ፡ ከናንተ ፡ ውስጥ ፡ ከሚሰቱቻቸው ፡ እንደናቸው ፡ ጀርባዎች ፡ ይኹኑበን ፡ በማለት ፡ የሚምሉ ፡ እነሱ ፡ እናቶቻቸው ፡ አይደሉም ፤ እናቶቻቸው ፡ እሊያ ፡ የወለዱዎቻቸው ፡ ብቻ ፡ ናቸው ። እነርሱም ፡ (በዚህ ፡ ቃል) ፡ ከንግግር ፡ የተጠላንና ፡ ውሸትን ፡ በእርግጥ ፡ ይናገራሉ ፤ አላህም ፡ (ለሚጸጸት) ፡ ይቅር ፡ ባይ ፡ መሐሪ ነው ።

3 እነዚያም ፡ ከሚሰቱቻቸው ፡ እንደናቶቻችን ፡ ጀርባዎች ፡ ኹኑበን ፡ በማለት ፡ የሚምሉ ፡ ከዚያም ፡ ወደ ፡ ተናገሩት ፡ የሚመለሱ ፡ ሳይነካኩ ፡ በፊት ፡ ጫንቃን ፡ ነጻ ፡ ማውጣት ፡ በነሱ ፡ ላይ ፡ አለባቸው ። ይሃችሁ ፡ በርሱ ፡ ትግሠጹበታላችሁ ፤ አላህም ፡ በምትሠሩት ፡ ሁሉ ፡ ውስጠ ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ።

ቢኾን : እንጅ ፤ ከዚያ : ያነሰም ፡ የበዛም ፡ (አይኖርም) ፡ እርሱ ፡ የትም ፡ ቢኾኑ ፡ አብሮዋቸው ፡ ቢኾን ፡ እንጅ ፤ ከዚያም ፡ በትንሣኤ ፡ ቀን ፡ የሠሩትን ፡ ሁሉ ፡ ይነግራቸዋል ። አላህ ፡ ነገሩን ፡ ሁሉ ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ።

8 ወደነዚያ ፡ (በመጥፎ) ፡ ከመሾካ ሾክ ፡ ወደ ፡ ተከለከሉት ፡ ከዚያም ፡ ከርሱ ፡ ወደ ፡ ተከለከሉት ፡ ነገር ፡ ወደሚመለሱት ፡ በኃጢአትና ፡ ድንበርን ፡ በማለፍ ፡ መልክተኛውን ፡ በመቃወም ፡ ወደሚንሾካሾኩት ፡ አላየህምን? (ሰላም ፡ ሊሉ) ፡ በመጡህም ፡ ጊዜ ፡ አላህ ፡ በርሱ ፡ ባላናገረህ ፡ ቃል ፡ ያናግሩሃል ። በነፍሶቻቸውም ፡ ውስጥ ፡ (ነቢይ ፡ ከኾንክ) ፡ በምንለው ፡ ነገር ፡ አላህ ፡ አይቀጣንም ፡ ኖሮአልን? ይላሉ ። ገሀነም ፡ የሚገቧት ፡ ሲኾኑ ፡ በቂ ያቸው ፡ ናት ፤ ምን ፡ ትከፋም ፡ መመለሻ!

9 እላንተ ፡ ያመናችሁ ፡ ሆይ! በተንሾካሾካችሁ ፡ ጊዜ ፡ በኃጢአትና ፡ ወሰንን ፡ በማለፍ ፡ መልክተኛውንም ፡ በመቃወም ፡ አትንሾካሾኩ ፤ ግን ፡ በበኋላ ፡ ሥራና ፡ አላህን ፡ በመፍራት ፡ ተወያዩ ፤ ያንንም ፡ ወደርሱ ፡ የምትሰበሰቡበትን ፡ አላህን ፡ ፍሩ ።

10 (በመጥፎ) ፡ መንሾካሾክ ፡ ከሰይጣን ፡ ብቻ ፡ ነው ። እነዚያ ፡ ያመኑት ፡ ያዝኑ ፡ ዘንድ ፡ (ይቀሰቅሱዋል) ፤ በአላህ ፡ ፈቃድ ፡ ካልኾነ ፡ በቀር ፡ በምንም ፡ አይጉዳቸውም ፤ በአላህ ፡ ላይም ፡ አማኞች ፡ ይጠጉ ።

11 እላንተ ፡ ያመናችሁ ፡ ሆይ! ለናንተ ፡ በመቀመጫዎች ፡ ስፍራ ፡ ተስፋፋ ፡ በተባላችሁ ፡ ጊዜ ፡ (ስፍራን) ፡ አስፉ ፤ አላህ ፡ ያሰፋላችኋልና ። ተነሱ ፡ በተባለም ፡ ጊዜ ፡ ተነሱ ። አላህ ፡ ከናንተ ፡ እነዚያን ፡ ያመኑትንና ፡ እነዚያንም ፡ ዕውቀትን ፡ የተሰጡትን ፡ በደረጃዎች ፡ ከፍ ፡ ያደርጋል ፤ አላህም ፡ በምትሠሩት ፡ ሁሉ ፡ ውስጠ ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ።

12 እላንተ ፡ ያመናችሁ ፡ ሆይ! መልክተኛውን ፡ በተወያየችሁ ፡ ጊዜ ፡ ከመወያየታችሁ ፡ በፊት ፡ ምጽዋትን ፡ አስቀድሙ ፤ ይህ ፡ ለናንተ ፡ መልካም ፡ ነው ፤ አጥሪም ፡ ነው ። ባታገኙም ፡ አላህ ፡ መሐሪ ፡ አዛኝ ፡ ነው ።

13 ከውይይታችሁ ፡ በፊት ፡ ምጽዋቶችን ፡ ከማስቀደም ፡ (ድህነትን) ፡ ፈራችሁ? ባልሠራችሁም ፡ ጊዜ ፡ አላህ ፡ ከናንተ ፡ ጸጸትን ፡ የተቀበለ ፡ ሲኾን ፡ ሰላትን ፡ ስገዱ ፤ ዘካንም ፡ ስጡ ፤ አላህንና ፡ መልክተኛውንም ፡ ታዘዙ ፤ አላህም ፡ ውስጥ ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ።

14 ወደነዚያ ፡ አላህ ፡ በነርሱ ፡ ላይ ፡ የተቆጣባቸውን ፡ ሕዝቦች ፡ ወደ ፡ ተወዳጁት ፡ (መናፍቃን) ፡ አላየኹምን? እነርሱ ፡ ከናንተ ፡ አይደሉም ፤ ከነርሱም ፡ አይደሉም ። እነሱም ፡ የሚያውቁ ፡ ሲኾኑ ፡ በውሸት ፡ ላይ ፡ ይምላሉ ።

15 አላህ ፡ ለነርሱ ፡ ብርቱን ፡ ቅጣት ፡ አዘጋጀ ፤ እነሱ ፡ ይሠሩት ፡ የነበሩት ፡ ሥራ ፡ ምንኛ ፡ ከፋ!

16 መሐሎቻቸውን ፡ ጋሻ ፡ አድርገው ፡ ያዙ ፤ ከአላህም ፡ መንገድ ፡

አገዱ ፤ ስለዚህ ፡ ለነሱ ፡ አዋራራጅ ፡ ቅጣት ፡ አላቸው ።

17 ገንዘቦቻቸውና ፡ ልጆቻቸው ፡ ከአላህ ፡ (ቅጣት) ፡ ምንንም ፡ ከነሱ ፡ አያድኗቸውም ። እነዚያ ፡ የእሳት ፡ ጓዶች ፡ ናቸው ። እነሱ ፡ በርሷ ፡ ውስጥ ፡ ዘውታሪዎች ፡ ናቸው ።

18 አላህ ፡ የተሰበሰቡ ፡ ኾነው ፡ በሚያስነሳቸው ፡ ቀን ፡ ለናንተ ፡ እንደሚምሉላችሁም ፡ እነሱ ፡ (በሚጠቅም) ፡ ነገር ፡ ላይ ፡ መኾናቸውን ፡ የሚያስቡ ፡ ኾነው ፡ ለርሱ ፡ በሚምሉበት ፡ ቀን ፡ (አዋራጅ ፡ ቅጣት ፡ አላቸው) ፤ ንቁ ፡ እነሱ ፡ ውሸታዎቹ ፡ እነርሱ ፡ ናቸው ።

19 በነርሱ ፡ ላይ ፡ ሰይጣን ፡ ተሾመባቸው ፤ አላህንም ፡ ማስታወስን ፡ አስረሳቸው ፤ እነዚያ ፡ የሰይጣን ፡ ጭፍሮች ፡ ናቸው ፤ ንቁ ፤ የሰይጣን ፡ ጭፍሮች ፡ ከሳሪዎቹ ፡ እነርሱ ፡ ናቸው ።

20 እነዚያ ፡ አላህንና ፡ መልክተኛውን ፡ የሚከራከሩት ፡ እነዚያ ፡

በጣም ፡ በወራዶቹ ፡ ውስጥ ፡ ናቸው ።

21 አላህ ፡ —እኔ ፡ በእርግጥ ፡ አሸንፋለሁ ፤ መልክተኞቼም ፡ (የሸንፋሉ ፡ ሲል) ፤ ጽፏል ። አላህ ፡ ብርቱ ፡ አሸናፊ ፡ ነውና ።

22 በአላህና ፡ በመጨረሻው ፡ ቀን ፡ የሚያምኑትን ፡ ሕዝቦች ፡ አላህንና ፡ መልክተኛውን ፡ የሚከራከሩትን ፡ ሰዎች ፤ አባቶቻቸው ፡ ወይም ፡ ልጆቻቸው ፤ ወይም ፡ ወንድሞቻቸው ፡ ወይም ፡ ዘመዶቻቸው ፡ ቢኾኑም ፡ እንኳ ፡ የሚወዳጁ ፡ ኾነው ፡ አታገኛቸውም ፤ እነዚያ ፡ በልቦቻቸው ፡ ውስጥ ፡ እምነትን ፡ ጽፏል ፤ ከርሱም ፡ በኾነ ፡ መንፈስ ፡ ደግሞ ፡ አታገኛቸውም ፤ ከሥሮቻቸውም ፡ ወንዞች ፡ የሚፈሱባቸውን ፡ ገነቶች ፡ በውስጣቸው ፡ ዘውታሪዎች ፡ ሲኾኑ ፡ ያገባቸዋል ፤ አላህ ፡ ከነርሱ ፡ ወደላ ። ከርሱም ፡ ወደዋል ፤ እነዚያ ፡ የአላህ ፡ ሕዝቦች ፡ ናቸው ፤ ንቁ ፡ የአላህ ፡ ሕዝቦች ፡ እነሱ ፡ ምኞታቸውን ፡ የሚያገኙ ፡ ናቸው ።

59ኛ ፡ ሱረቱ ፡ አል-ሐሽር ፤ (ከአገር ፡ የማውጣት ፡ ምዕራፍ) ። በ መዲና ፡ የወረደች ፡ ናት ፤ እያትዋ ፤ (አንቀጾችዋ) ፡ 24 ፡ ናቸው ።

1 ርአላህ ፡ ስም ፡ እጅግ ፡ በጣም ፡ ርኅሩህ ፡ በጣም ፡ አዛኝ ፡ በሆነው ፡ በሰማያትና ፡ በምድር ፡ ውስጥ ፡ ያለው ፡ ሁሉ ፡ ለአላህ ፡ አሞገሰ ፤ እርሱም ፡ አሸናፊው ፡ ጥበበኛው ፡ ነው ።

2 እርሱ ፡ ያ ፡ ከመጽሐፉ ፡ ሰዎች ፡ እነዚያን ፡ የካዱትን ፡ ከቤቶቻቸው ፡ ለመጀመሪያው ፡ ማውጣት ፡ ያወጣቸው ፡ ነው ፤ መውጣታቸውን ፡ አላሰባችሁም ፤ እነሱም ፡ ምሽጎቻቸው ፡ ከአላህ ፡ (ጎይል) ፡ የሚከለክሉላቸው ፡ መኾናቸውን ፡ አሰቡ ፤ አላህም ፡ ካላሰቡት ፡ ስፍራ ፡ መጣባቸው ፤ በልቦቻቸውም ፡ ውስጥ ፡ መርበድበድን ፡ ጣለባቸው ፤ ቤቶቻቸውን ፡ በእጆቻቸውና ፡ በምእምናኖቹ ፡ እጆች ፡ ያፈርሳሉ ፤ አስተውሉም ፡ የአእምሮ ፡ ባለቤቶች ፡ ሆይ !

3 በነሱም ፡ ላይ ፡ አላህ ፡ ከአገር ፡ መውጣትን ፡ ባልጻፈ ፡ ኖሮ ፡ በቅርቢቱ ፡ ዓለም ፡ በቀጣቸው ፡ ነበር ፤ ለነርሱም ፡ በመጨረሻ ይቱ ፡ (ዓለም) ፡ የእሳት ፡ ቅጣት ፡ አላቸው ።

4 ይህ ፡ እነርሱ ፡ አላህንና ፡ መልክተኛውን ፡ በመከራከራቸው ፡ ነው ። አላህም ፡ የሚከራከር ፡ ሰው ፡ (ይቀጣዋል) ፤ አላህ ፡ ቅጣተ ፡ ብርቱ ፡ ነውና ።

5 ከዘንባባ ፡ (ከተምር ፡ ዛፍ) ፡ ማንኛዎም ፡ የቆረጣችኋት ፡ ወይም ፡ በማንደጁ ፡ ላይ ፡ የቆመች ፡ ኾና ፡ የተዋችኋት ፡ በአላህ ፡ ፈቃድ ፡ ነው ፤ አመጣኞችንም ፡ ያዋርድ ፡ ዘንድ ፡ (በመቁረጥ ፡ ፈቀደ) ።

6 ከነርሱም ፡ (ገንዘብ) ፡ በመልክተኛው ፡ ላይ ፡ አላህ ፡ የመለሰው ፡ በርሱ ፡ ላይ ፡ ፈረሶችንና ፡ ግመሎችን ፡ አላስጋለባችሁበትም ፤ (1) ግን ፡ አላህ ፡ መልክተኞቹን ፡ በሚሻው ፡ ሰው ፡ ላይ ፡ ይሾማል ። አላህም ፡ በነገሩ ፡ ሁሉ ፡ ላይ ፡ ቻይ ፡ ነው ።

7 አላህ ፡ ከከተሞቹ ፡ ሰዎች ፡ (ሀብት) ፡ በመልክተኛው ፡ ላይ ፡ የመለሰው ፡ (ሀብት) ፡ ከናንተ ፡ ውስጥ ፡ በሀብታሞቹ ፡ መካከል ፡ ተዘዋዋሪ ፡ እንዳይኾን ፡ ለአላህና ፡ ለመልክተኛው ፡ ለዝምድና ፡ ባለቤትም ፡ አባት ፡ ለሌላቸው ፡ ልጆችም ፡ ለድኾችም ፡ ለመንገደኛም ፡ (የሚሰጥ) ፡ ነው ፤ መልክተኛውም ፡ የሰጣችሁን ፡ (ማንኛውንም) ፡ ነገር ፡ ያዙት ። ከርሱም ፡ የከለከላችሁን ፡ ነገር ፡ ተከልከሉ ። አላህም ፡ ፍሩ ፤ አላህ ፡ ቅጣተ ፡ ብርቱ ፡ ነውና ።

8 ለነዚያ ፡ የአላህን ፡ ችሮታና ፡ ውዴታውን ፡ የሚፈልጉ ፡ አላህንና ፡ መልክተኛውንም ፡ የሚረዱ ፡ ኾነው ፡ ከአገሮቻቸውና ፡

1 በጦር ፡ ኃይል ፡ አልደከማችሁበትም ።

ከገንዘቦቻቸው ፡ ለተወጡት ፡ ስደተኞች ፡ ድኾች ፡ (ይሰጣል) ፤ እነዚያ ፡ እነሱ ፡ እውነተኞቹ ፡ ናቸው ።

9 እነዚያም ፡ ከበሬታቸው ፡ አገሪቱን ፡ መኖሪያ ፡ ያደረጉት ፡ እምነትንም ፡ የለመዱት ፡ ወደነርሱ ፡ የተሰደዱትን ፡ ሰዎች ፡ ይወዳሉ ፤ (ስደተኞቹ) ፡ ከተሰጡትም ፡ ነገር ፡ በልቦቻቸው ፡ ውስጥ ፡ ቅሬታን ፡ አያገኙም ። በነሱ ፡ ላይ ፡ ችግር ፡ ቢኖርባቸውም ፡ በነፍሶቻቸው ፡ ላይ ፡ ሌላውን ፡ ይመርጣሉ ። የነፍሱንም ፡ ንፍገት ፡ የሚጠበቅ ፡ ሰው ፡ እነዚያ ፡ እነሱ ፡ ምኞታቸውን ፡ አግኝተዋል ፡ ናቸው ።

10 እነዚያም ፡ ከበኋላቸው ፡ የመጡት ፡ ጌታችን ፡ ሆይ ፡ ለኛም ፡ ለነዚያም ፡ በእምነት ፡ ለቀደሙን ፡ ወንድሞቻችን ፡ ምሕረት ፡ አድርግ ። በልቦቻችንም ፡ ውስጥ ፡ ለነዚያ ፡ ለአመኑት ፡ (ሰዎች) ፡ ጥላቻን ፡ አታድርግ ። ጌታችን ፡ ሆይ ! አንተ ፡ ርኅሩኅ ፡ አዛኝ ፡ ነህና ፡ ይላሉ ።

11 ወደነዚያ ፡ ወደ ፡ ነፈቁት ፡ አላየህምን ? ከመጽሐፉ ፡ ሰዎች ፡ ውስጥ ፡ ለነዚያ ፡ ለካዱት ፡ ወንድሞቻቸው ፡ (ከአገር) ፡ ብትባረሩ ፡ አብረናችሁ ፡ እንወጣለን ፤ በናንተም ፡ (ጉዳይ) ፡ አንድንም ፡ በፍጹም ፡ አንታዘዝም ። ብትገደሉም ፡ በእርግጥ ፡ እንረዳችኋለን ፡ ይሏችዋል ፤ አላህም ፡ እነሱ ፡ ጡሻታሞች ፡ መኾናቸውን ፡ ይመሰክራል ።

12 ቢወጥጡ ፡ አብረዋቸው ፡ አይወጡም ፤ ቢገደሉም ፡ አይረዱዋቸውም ፤ ቢረዱቸውም ፡ (ለሺ

ሺት) ፡ ጀርባዎችን ፡ ያዞራሉ ፤ ከዚያም ፡ እርዳታን ፡ አያገኙም ።

13 እናንተ ፡ በልቦቻቸው ፡ ውስጥ ፡ የበረታችሁ ፡ ናችሁ ፤ ይህ ፡ እነርሱ ፡ የማያውቁ ፡ ሕዝቦች ፡ በመኾናቸው ፡ ነው ።

14 በተመሸጉ ፡ ከተሞች ፡ ውስጥ ፡ ወይም ፡ ከአጥሮች ፡ ጀርባ ፡ ኾነው ፡ እንጅ ፤ የተሰበሰቡ ፡ ኾነው ፡ አይዋጉዋችሁም ። ጎይላቸው ፡ በመካከላቸው ፡ ብርቱ ፡ ነው ። ልቦቻቸው ፡ የተበታተኑ ፡ ሲኾኑ ፡ የተሰበሰቡ ፡ ናቸው ፡ ብለህ ፡ ትጠረጥራቸዋለህ ። ይህ ፡ እነሱ ፡ አእምሮ ፡ የሌላቸው ፡ ሕዝቦች ፡ በመኾናቸው ፡ ነው ።

15 (ብጤያቸው) ፡ እንደነዚያ ፡ ከነሱ በፊት ፡ በቅርብ ፡ ጊዜ ፡ የነገራቸውን ፡ ቅጣት ፡ እንደ ፡ ቀመሱት ፡ ብጤ ፡ ነው ፤ ለነርሱም ፡ አላማሚ ፡ ቅጣት ፡ አላቸው ።

16 እንደ ፡ ሰይጣን ፡ ብጤ ፡ ለሰው የው ፡ ካድ ፡ ባለው ፡ ጊዜና ፡ በካደም ፡ ጊዜ ፡ እኔ ፡ ከአንተ ፡ ንጹሕ ፡ ነኝ ፡ እኔ ፡ አላህን ፡ የዓለማትን ፡ ጌታ ፡ እፈራለሁ ፡ እንዳለው ፡ ነው ።


17 መጨረሻቸውም ፡ እነርሱ ፡ በውስጡ ፡ ዘውታሪዎች ፡ ሲኾኑ ፡ በእሳት ፡ ውስጥ ፡ መኾን ፡ ነው ። ይህም ፡ የበዳዮች ፡ ዋጋ ፡ ነው ።

18 እላንተ ፡ ያመናችሁ ፡ ሆይ ! አላህን ፡ ፍሩ ፤ ማንኛይቱም ፡ ነፍስ ፡ ለነገ ፡ ያስቀደመችውን ፡ ትመልከት ፤ አላህም ፡ ፍሩ ፤ አላህ ፡ በምትሠሩት ፡ ሁሉ ፡ ውስጠ ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ።

- 19 እንደነዚያም : አላህን : እንደረሱትና : ነፍሶቻቸውን : እንዳስረሳቸው : (ሰዎች) : አትኹኑ ። እነዚያ : እነሱ : አመጠኞቹ : ናቸው ።
- 20 የእሳት : ጓዶችና : የገነት : ጓዶች : አይተካከሉም ፤ የገነት : ጓዶች : እነሱ : ምኞታቸውን : አግኝተዋል : ናቸው ።
- 21 ይህንን : ቁርአን : በተራራ : ላይ : ባወረደው : ፍሬ : ከአላህ : ፍሬቻ : (የተነሳ) : ተዋራጅ : ተሰንጣቂ : ኾኖ : ባየኸው : ነበር ፤ ይህችንም : ምሳሌ : ይገመገሙ : ዘንድ : ለሰዎች : እንገልጸታለን ።
- 22 እርሱ : አላህ : ነው ፤ ያ : ከርሱ : በቀር : ሌላ : አምላክ : የሌለ :

- ናቁንና : ቅርቡን : ዐዋቂ : የኾነ : ነው ፤ እርሱ : እጅግ : በጣም : ርኅሩኅ : በጣም : አዛኝ : ነው ።
- 23 እርሱ : አላህ : ነው ፤ ያ : ከርሱ : በቀር : ሌላ : አምላክ : የሌለ : ንጉሡ ፤ ከጉድለት : ሁሉ : የጠራው : የሰላም : ባለቤቱ : ጸጥታን : ሰጪው : ባሮቹን : ጠባቂው : አሸናፊው : ገያሉ : ኩሩው : ነው ። አላህ : ከሚያጋሩት : ሁሉ : ጠራ ።
- 24 እርሱ : አላህ : ፈጣሪው : (ከኢምንት) : አስገኘው : ቅርጽን : አሳማሪው : ነው ፤ ለርሱ : መልካሞች : ስሞች : አሉት ፤ በሰማያትና : በምድርም : ያለው : ሁሉ : ለርሱ : ያሞግሳል ፤ እርሱም : አሸናፊው : ጥበበኛው : ነው ።

ምዕራፍ : 60 : አል-ሙምተሒናህ ። ክፍል : 28 ።



- በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም : ርኅሩኅ : በጣም : አዛኝ : በሆነው ።
- 1 እላንተ : ያመናችሁ : ሆይ ! ጠላቶቹንና : ጠላቶቻችሁን : ወዳጆች : አድርጋችሁ : አትያዙ ፤ ከውነቱ : የመጣላችሁን : ሃይማኖት : በእርግጥ : የካዱ : ሲኾኑ : ውዴታን : ወደነርሱ : ታደርሳላችሁ ። መልክተኛውንና : እናንተን : በአላህ : በጌታችሁ : ስላመናችሁ : (ከመካ) : ያወ

- ጣሉ ፤ በመንገዴ : ለመታገልና : ውዴታዬን : ለመፈለግ : የወጣችሁ : እንደኾናችሁ : (ወዳጆች : አድርጋችሁ : አትያዙዋቸው) ፤ እኔ : የምትደብቁትንና : የምትገልጹትን : ሁሉ : የማውቅ ስኾን : ወደነርሱ : በፍቅር : ትመጣጠራላችሁ ፤ ከናንተም : (ይህንን) : የሚሠራው : ሰው : ቀጥተኛውን : መንገድ : በእርግጥ : ተሳሳተ ።
- 2 ቢያሸንፍችሁ : ለናንተ : ጠላ

- ቶች : ይኾናሉ ፤ እጆቻቸውንና : ምላሶቻቸውንም : ወደናንተ : በክፉ : ይዘረጋሉ ፤ ብትክዱም : ተመኙ ።
- 3 ዘመዶቻችሁም : ልጆቻችሁም : በትንጣኤ : ቀን : አይጠቅሟችሁም ፤ (አላህ) : በመካከላችሁ : ይለያል ፤ አላህም : የምትሠሩትን : ሁሉ : ተመልካች : ነው ።
- 4 በኢብራሂምና : በነዚያ : ከርሱ : ጋር : በነበሩት : (ምእምናን) : መልካም : መከተል : አለቻችሁ ። ለሕዝቦቻቸው :—እኛ : ከናንተ : ከአላህ : ሌላ : ከምትግግዙትም : ንጹሐች : ነን ፤ በናንተ : ካድን ፤ በአላህ : አንድ : ብቻ : ሲኾን : እስከምታምኑ : ድረስ : በኛና : በናንተ : መካከል : ጠብና : ጥላቻ : ዘወትር : ተገለጸ ፤ ባሉ : ጊዜ : (መልካም : መከተል : አለቻችሁ) ፤ ኢብራሂም : ለአባቱ : እኔ : ለአንተ : ከአላህ : (ቅጣት) : ምንም : የማልጠቅም ስኾን ፤ ለአንተ : በእርግጥ : ምሕረትን : እለምንልኻለሁ : ማለቱ : ብቻ : ሲቀር ፤ ጌታችን : ሆይ ! በአንተ : ላይ : ተመካን : ወደ : አንተም : ተመለስን : መመለሻም : ወደ : አንተ : ብቻ : ነው ፤ (ባለው : ተከተሉት) ።
- 5 ጌታችን : ሆይ ! ለነዚያ : ለካዱት : ሰዎች : መሞከሪያ : አታድርገን ፤ ለኛም : ምሕረት : አድርግልን ፤ ጌታችን : ሆይ ! አንተ : አሸናፊው : ጥበበኛው : አንተ : ብቻ : ነህ ።
- 6 ለናንተ : አላህንና : የመጨረሻውን : ቀን : ለሚፈራ : ሰው : በነርሱ : መልካም : መከተል :


- አላችሁ ። የሚዘርም : ሰው : (ራሱን : ይጎዳል) ፤ አላህ : ተብቃቂው : ምስጉኑ : እርሱ : ብቻ : ነውና ።
- 7 በናንተና : በነዚያ : ከነሱ : ጋር : በተጣላችሁት : ሰዎች : መካከል : አላህ : መፋቀርን : ሊያደርግ : ይችላል ፤ አላህም : ቻይ : ነው ። አላህም : በጣም : አዛኝ : ነው ።
- 8 ከነዚያ : በሃይማኖት : ካልተጋደሏችሁ : ከአገርቻችሁም : ካላወጡዋችሁ : (ከሐዲዎች) : መልካም : ብትውሉላቸውና : ወደነርሱ : ብታስተካክሉ : አላህ : አይከለክላችሁም ፤ አላህ : ትክክላችኋል ።
- 9 አላህ : የሚከለክላችሁ : ከነዚያ : በሃይማኖት : ከተጋደሉዋችሁ : ከቤቶቻችሁም : ካወጡዋችሁ : እናንተንም : በማውጣት : ላይ : ከረዱት : (ከሐዲዎች) : እንዳትወዳጁዋቸው : ብቻ : ነው ። ወዳጅ : የሚያደርጓቸውም : ሰዎች : እነዚያ : እነርሱ : በዳዮቹ : ናቸው ።
- 10 እላንተ : ያመናችሁ : ሆይ ! ምእምናት : ስደተኞች : ኾነው : በመጧችሁ : ጊዜ : (ለሃይማኖት : መሰደዳቸውን) : ፈትኑዋቸው ፤ አላህ : በእምነታቸው : ይበልጥ : ዐዋቂ : ነው ። አማኞችም : መኾናቸውን : ብታውቁ : ወደ : ከሐዲዎቹ : አትመልሱዋቸው ። እነርሱ : (ሴቶቹ) ለነርሱ : የተፈቀዱ : አይደሉምና ። እነርሱም : (ወንዶቹ) ፤ ለነርሱ : አይፈቀዱምና ። ያወጡትንም : ገንዘብ : ስጧቸው ፤ መሀራቸውንም : በሰጣችኋቸው :

ጊዜ ፡ ብታገቡዋቸው ፡ በናንተ ፡
 ላይ ፡ ኃጢአት ፡ የለባችሁም ።
 የከሐዲዎቹንም ፡ ሴቶች ፡ የጋ
 ብቻ ፡ ቃል ፡ ኪዳኖች ፡ አትያዙ ፤
 (1) ያወጣችሁትንም ፡ ገንዘብ ፡
 ጠይቁ ፤ ያወጡትንም ፡ ይጠ
 ይቁ ፤ ይሃችሁ ፡ የአላህ ፡ ፍርድ ፡
 ነው ፤ በመካከላችሁ ፡ ይፈርዳል ፤
 አላህም ፡ ዐዋቂ ፡ ጥበበኛ ፡ ነው ።
 11 ከሚስቶቻችሁም ፡ ወደ ፡ ከሐዲ
 ዎቹ ፡ አንዳቸው ፡ ቢያመልጧ
 ችሁ ፡ ቀጥሎም ፡ ብትዘምቱባ
 ቸው ፡ ለነዚያ ፡ ሚስቶቻቸው ፡
 ለኼዲባቸው ፡ (ሰዎች) ፡ ያወጡ
 ትን ፡ ብጤ ፡ ስጧቸው ፤ ያንንም ፡
 እናንተ ፡ በርሱ ፡ ያመናችሁበ
 ትን ፡ አላህን ፡ ፍሩ ።

12 አንተ ፡ ነቢዩ ፡ ሆይ ! ምእምና

1 እናንተ ፡ እምናችሁ ፡ እነርሱ ፡ ካላመኑ ፡ ጋብ
 ቻው ፡ ይፈርሳልና።

ቶቹ ፡ በአላህ ፡ ምንንም ፡ ላያ
 ጋሩ ፡ ላይሰርቁም ፡ ላያመነዝ
 ሩም ፡ ልጆቻቸውን ፡ ላይገድ
 ሉም ፡ በእጆቻቸውና ፡ በእግሮ
 ቻቸው ፡ መካከልም ፡ የሚቀጣ
 ጥፋት ፡ የኾነን ፡ ኃጢአት ፡
 ላያመጡ ፡ (ላይሠሩ) ፡ በበጎም ፡
 ሥራ ፡ ትእዛዝህን ፡ ላይጥሱ ፡
 ቃል ፡ ኪዳን ፡ ሊገቡልህ ፡ በመ
 ጡህ ፡ ጊዜ ፡ ኪዳን ፡ ተጋባቸው ።
 ለነርሱም ፡ አላህን ፡ ምሕረት ፡
 ለምንላቸው ፤ አላህ ፡ በጣም ፡
 መሐሪ ፡ አዛኝ ፡ ነውና ።
 13 እላንተ ፡ ያመናችሁ ፡ ሆይ ! አላህ
 በነሱ ፡ ላይ ፡ የተቆጣጣቸውን ፡
 ሕዝቦች ፡ አትወዳጁ ፤ ከሐዲዎች፣
 ከመቃብር ፡ ሰዎች ፡ ተስፋ ፡ እን
 ደቆረጡ፣ ከመጨረሻይቱ ፡ ዓለ
 ም ፡ (ምንዳ) ፡ በእርግጥ ፡ ተስፋ ፡
 ቆርጠዋል ።



በአላህ ፡ ስም ፡ እጅግ ፡ በጣም ፡ 3
 ርኅሩህ ፡ በጣም ፡ አዛኝ ፡ በሆነው።
 1 በሰማያት ፡ ውስጥ ፡ ያለው ፡ በም
 ድርም ፡ ውስጥ ፡ ያለው ፡ ሁሉ ፡ 4
 ለአላህ ፡ አሞገሠ ፤ እርሱም ፡
 አሸናፊው ፡ ጥበበኛው ፡ ነው ።
 2 እላንተ ፡ ያመናችሁ ፡ ሆይ ! የማ
 ትሠሩትን ፡ ነገር ፡ ለምን ፡ ትና
 ገራላችሁ ?

የማትሠሩትን ፡ ነገር ፡ መናገራ
 ችሁ ፡ አላህ ፡ ዘንድ ፡ መጠላቱ ፡
 ተለቀ ።
 አላህ ፡ እነዚያን ፡ እነርሱ ፡ ልክ ፡
 እንደ ፡ ተናሰ ፡ ግንብ ፡ የተሰለ
 ለፉ ፡ ኾነው ፡ በመንገዱ ፡ (በሃ
 ይማኖቱ) ፡ የሚጋደሉትን ፡ ይወ
 ዳል ።
 5 ሙሳም ፡ ለሕዝቦቹ ፡ ሕዝቦቹ ፡
 ሆይ ! እኔ ፡ ወደናንተ ፡ የአላህ ፡

መልክተኛ ፡ መኾኔን ፡ በእርግጥ ፡ 10
 የምታውቁ ፡ ስትኾኑ ፡ ለምን ፡
 ታሰቃዩኛላችሁ ? ባለ ፡ ጊዜ ፡
 (አስታውስ ፤ ከውነት) ፡ በተዘ
 ነበሉም ፡ ጊዜ ፡ አላህ ፡ ልቦቻቸ
 ውን ፡ አዘነበላቸው ፡ አላህም ፡
 አመጠኞችን ፡ ሕዝቦች ፡ አያቀ
 ናም ።
 6 የመርየም ፡ ልጅ ፡ ዒሳም ፡—የእ
 ሰራኤል ፡ ልጆች ፡ ሆይ ፡ እኔ ፡
 ከተውራት ፡ በፊቴ ፡ ያለውን ፡
 የማረጋገጥና ፡ ከኔ ፡ በኋላ ፡ በሚ
 መጣው ፡ መልክተኛ ፡ ስሙ ፡
 አሕመድ ፡ በኾነው ፡ የማበስር፡
 ስኾን ፡ ወደናንተ ፡ (የተላከሁ) ፡
 የአላህ ፡ መልክተኛ ፡ ነኝ ፡ ባለ ፡
 ጊዜ ፡ (አስታውስ) ፤ በግልጽ ፡ ታም
 ራቶች ፡ በመጣቸውም ፡ ጊዜ ፡ ይህ ፡
 ግልጽ ፡ ደግሞት ፡ ነው ፡ አሉ ።
 7 እርሱ ፡ ወደ ፡ አሰላም ፡ የሚ
 ጥጠራ ፡ ሲኾን ፡ በአላህ ፡ ላይ ፡
 ውሸትን ፡ ከቀጣጠፈ ፡ ሰውም ፡
 ይበልጥ ፡ በደለኛ ፡ ግን ፡ ነው ?
 አላህም ፡ በዳዮችን ፡ ሕዝቦች ፡
 አይመራም ።
 8 የአላህን ፡ ብርሃን ፡ በእርጅቻቸው ፡
 ሊያጠፉ ፡ ይሻሉ ፤ አላህም ፡ ከሐ
 ዲዎቹ ፡ ቢጠሉም ፡ እንኳ ፡
 ብርሃኑን ፡ ገላጭ ፡ ነው ።
 9 እርሱ ፡ ያ ፡ አጋሪዎቹ ፡ ቢጠ
 ሉም ፡ መልክተኛውን ፡ በመም
 ሪያ ፡ (መጽሐፍ) ፡ በውነተኛው ፡
 ሃይማኖትም ፡ (በአሰላም) ፡
 ከሃይማኖት ፡ ሁሉ ፡ በላይ ፡ ይፋ ፡
 ሊያደርገው ፡ የላክ ፡ ነው ።

እላንተ ፡ ያመናችሁ ፡ ሆይ ! ከአ
 ሳማሚ ፡ ቅጣት ፡ የምታድናችሁ፡
 የኾነችን ፡ ንግድ ፡ ላመላክታች
 ሁን ? (በላቸው) ።
 11 (እርሷም) ፡ በአላህና ፡ በመል
 ክተኛው ፡ ታምናላችሁ ፡ በአላህ ፡
 መንገድም ፡ በገንዘቦቻችሁ ፡ በነ
 ፍሶቻችሁም ፡ ትታገላላችሁ ፤
 ይሃችሁ ፡ የምታውቁ ፡ ብትኾኑ ፡
 ለናንተ ፡ የተሻለ ፡ ነው ።
 12 ኃጢአቶቻችሁን ፡ ለናንተ ፡ ይም
 ሬራ ፤ ከሥሮቻቸው ፡ ወንዞች ፡
 የሚፈሱባቸውንም ፡ ገነቶች ፡
 ያገባችኋል ፤ በመኖሪያ ፡ ገነቶችም
 በሚያማምሩ ፡ ቤቶች ፡ ውስጥ ፡
 (ያስቀምጣችኋል) ፤ ይህ ፡ ታላቅ ፡
 ዕድል ፡ ነው ።
 13 ሌላይቱንም ፡ የምትወዷትን ፡
 (ጸጋ ፡ ይሰጣችኋል) ፤ ከአላህ ፡
 የኾነ ፡ እርዳታና ፡ ቅርብ ፡ የኾነ ፡
 የአገር ፡ መክፈት ፡ ነው ፤ ምእም
 ናንንም ፡ አብስር ።
 14 እላንተ ፡ ያመናችሁ ፡ ሆይ ፡
 የመርየም ፡ ልጅ ፡ ዒሳ ፡ ለሐዋ
 ርያቶቹ ፡ ወደ ፡ አላህ ፡ ረዳቱ ፡
 ግንዛቤ ? እንዳለ ፡ ሐዋርያቶቹም ፡
 እኛ ፡ የአላህ ፡ ረዳቶች ፡ ነን ፡
 እንዳሉት ፡ የአላህ ፡ ረዳቶች ፡
 ኾኑ ፡ ከእስራኤልም ፡ ልጆች ፡
 አንደኛዎ ፡ ጭፍራ ፡ አመነች ፤
 ሌላይቱም ፡ ጭፍራ ፡ ካደች ፤
 እነዚያን ፡ ያመኑትንም ፡ በጠላ
 ታቸው ፡ ላይ ፡ አበረታቻቸው ፤
 አሸናፊዎችም ፡ ኾኑ ።

62ኛ : ሱረቱ : አል-ጁሙዓህ : (የዐርብ : ምዕራፍ) ። በመዲና፡ የወረደች፡ ናት፤ አያትዋ፡ (አንቀጾችዋ) ። 11 : ናቸው ።

- በአላህ ፡ ስም ፡ እጅግ ፡ በጣም ፡ ርኅሩኅ ፡ በጣም ፡ አዛኝ ፡ በሆነው ።
- 1 በሰማያት ፡ ያለው ፡ በምድርም ፡ ያለው ፡ ሁሉ ፡ ለአላህ -ንጉሥ ፡ ቅዱስ ፡ አሸናፊ ፡ ጥበበኛ ፡ ለኾነው ፡ ያሞግሳል ።
- 2 እርሱ ፡ ያ ፡ በመሃይሞቹ ፡ ውስጥ ፡ አንቀጾቹን ፡ (ቁርአንን) ፡ በነርሱ ፡ ላይ ፡ የሚያነብላቸው ፡ (ከማጋራት) ፡ የሚያጠራቸውም ፡ መጽሐፍንና ፡ ጥበብን ፡ የሚያስተምራቸውም ፡ የኾነን ፡ መልክተኛ ፡ (ሙሐመድን) ፡ ከነሱው ፡ ውስጥ ፡ የላከ ፡ ነው ፤ እነርሱም ፡ ከርሱ ፡ በፊት ፡ በግልጽ ፡ ስሕተት ፡ ውስጥ ፡ ነበሩ ።
- 3 ከነሱም ፡ ሌሎች ፡ ገና ፡ ያልተጠጉዋቸው ፡ በኾኑት ፡ ላይ ፡ (የላከው ፡ ነው) ፤ እርሱም ፡ አሸናፊው ፡ ጥበበኛው ፡ ነው ።
- 4 ይህ ፡ የአላህ ፡ ችሮታ ፡ ነው ፤ ለሚሻው ፡ ሰው ፡ ይሰጠዋል ፤ አላህም ፡ የታላቅ ፡ ችሮታ ፡ ባለቤት ፡ ነው ።
- 5 የነዚያ ፡ ተውራትን ፡ የተጫኑትና ፡ ከዚያም ፡ ያልተሸከማት ፡ (ያልሠሩባት) ፡ ሰዎች ፡ ምሳሌ ፡ መጽሐፎችን ፡ እንደሚሸከም ፡ አህያ ፡ ብጤ ፡ ነው ፤ የነዚያ ፡ በአላህ ፡ አንቀጾች ፡ ያስተባበሉት ፡ ሕዝቦች ፡ ምሳሌ ፡ ከፋ ፤ አላህም ፡

- በዳዮችን ፡ ሕዝቦች ፡ አይመራም ።
- 6 እላንተ ፡ ይሁዳውያን ፡ የኾናችሁ ፡ ሆይ ! ከሰው ፡ ሁሉ ፡ በስተቀር ፡ እናንተ ፡ ብቻ ፡ ለአላህ ፡ ወዳጆች ፡ ነን ፡ ብትሉ ፡ እውነተኛች ፡ እንደኾናችሁ ፡ ሞትን ፡ ተመኙ ፡ በላቸው ።
- 7 እጆቻቸውም ፡ ባስቀደሙት ፡ ኃጢአት ፡ ምክንያት ፡ በፍጹም ፡ አይመኙትም ፤ አላህም ፡ በዳዮቹን ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ።
- 8 ያ ፡ ከርሱ ፡ የምትሸሹት ፡ ሞት ፡ እርሱ ፡ በእርግጥ ፡ አግኛችሁ ፡ ነው ፤ ከዚያም ፡ ፍቁንና ፡ ቅርቡን ፡ ዐዋቂ ፡ ወደ ፡ ኾነው ፡ ጌታ ፡ ትመለሳላችሁ ፤ ትሠሩትም ፡ የነበራችሁትን ፡ ሁሉ ፡ ይነግራችኋል ፡ በላቸው ።
- 9 እላንተ ፡ ያመናችሁ ፡ ሆይ ! በዐርብ ፡ ቀን ፡ ለስግደት ፡ ጥሪ ፡ በተደረገ ፡ ጊዜ ፡ ወደ ፡ አላህ ፡ ማውሳት ፡ ኺዱ ፤ መሸጥንም ፡ ተዉ ፤ ይሃችሁ ፡ የምታውቁ ፡ ብትኾኑ ፡ ለናንተ ፡ በጣም ፡ የተሻለ ፡ ነው ።
- 10 ሰላቲቱም ፡ በተፈጸመች ፡ ጊዜ ፡ በምድር ፡ ላይ ፡ ተበተኑ ፤ ከአላህም ፡ ችሮታ ፡ ፈልጉ ፤ አላህንም ፡ በብዙ ፡ አውሱ ፤ ልትድኑ ፡ ይከጀላልና ።

- 11 ንግድን ፡ ወይም ፡ ዛዛታን ፡ ባዩ ፡ ጊዜም ፡ ቆመህ ፡ የተዉህ ፡ ሲኾኑ ፡ ወደርሷ ፡ ይበተናሉ ፤ አላህ ዘንድ ፡ ያለው ፡ ዋጋ ፡ ከዛዛታም ፡ ከንግድም ፡ በላጭ ፡ ነው ፤ አላህም ፡ ከሰጧዎቹ ፡ ሁሉ ፡ ይበልጥ ፡ ሲሳይን ፡ ሰጭ ፡ ነው ፡ በላቸው ።

63ኛ : ሱረቱ : አል-ሙናፊቁን ፤ (የመናፍቃን ፡ ምዕራፍ) ። በመዲና፡ የወረደች፡ ናት፤ አያትዋ፡ (አንቀጾችዋ) ። 11 : ናቸው ።

- 1 በአላህ ፡ ስም ፡ እጅግ ፡ በጣም ፡ ርኅሩኅ ፡ በጣም ፡ አዛኝ ፡ በሆነው ፡ መናፍቃን ፡ በመጡህ ፡ ጊዜ ፡ አንተ ፡ የአላህ ፡ መልክተኛ ፡ መኾንህን ፡ በእርግጥ ፡ (ምላን) ፡ እንመሰክራለን ፡ ይላሉ ፤ አላህም ፡ አንተ ፡ በእርግጥ ፡ መልክተኛው ፡ መኾንህን ፡ ያውቃል ፤ አላህም ፡ መናፍቃን ፡ (ከልብ ፡ እንመሰክራለን ፡ በማለታቸው) ፡ ውሸታዎች ፡ መኾናቸውን ፡ ይመሰክራል ።
- 2 መሐሎቻቸውን ፡ ጋሻ ፡ አድርገው ፡ ያዙ ፤ ከአላህም ፡ መንገድ ፡ ከለከሉ ፤ እነሱ ፡ ይሠሩት ፡ የነበሩት ፡ ነገር ፡ ከፋ ።
- 3 ይህ ፡ እነሱ ፡ (በምላስ) ፡ ያመኑ ፡ ከዚያም ፡ (በልብ) ፡ የካዱ ፡ በመኾናቸው ፡ ነው ፤ በልቦቻቸውም ፡ ላይ ፡ ታተመባቸው ፤ ስለዚህ ፡ እነሱ ፡ አያውቁም ።
- 4 ባየሃቸውም ፡ ጊዜ ፡ አካሎቻቸው ፡ (ግዙፍነታቸው) ፡ ያሰደኑቁሃል ፤ ቢናገሩም ፡ ለንግግራቸው ፡ ታዳምጣለህ ፤ (ከዕውቀት ፡ ባዶ ፡ በመኾን) ፡ እነርሱ ፡ ልክ ፡ በግ

- ድግዳ ፡ የተጠጉ ፡ ግንደችን ፡ ይመሰላሉ ፤ ጨኸትን ፡ ሁሉ ፡ በነሱ ፡ ላይ ፡ ነው ፡ ብለው ፡ ያስባሉ ፤ እነሱ ፡ ጠላቶች ፡ ናቸውና ፡ ተጠንቀቃቸው ፤ አላህ ፡ ይጋደላቸው ፤ (ከእምነት) ፡ እንዴት ፡ ይመለሳሉ !
- 5 ለነሱም ፡— ኑ ፡ የአላህ ፡ መልክተኛ ፡ ለናንተ ፡ ምሕረትን ፡ ይለምንላችኋል ፤ በተባሉ ፡ ጊዜ ፡ ራሶቻቸውን ፡ ያዙራሉ ፤ እነሱም ፡ ትዕቢተኞች ፡ ኾነው ፡ ሲሸኹ ፡ ታያቸዋለህ ።
- 6 ምሕረትን ፡ ብተለምንላቸው ፡ ወይም ፡ ምሕረትን ፡ ባትለምንላቸው ፡ በነሱ ፡ ላይ ፡ እኩል ፡ ነው ፤ አላህ ፡ ለነሱ ፡ በፍጹም ፡ አይምርም ፤ አላህ ፡ አመጠኞችን ፡ ሕዝቦች ፡ አይመራምና ።
- 7 እነሱ ፡ እነዚያ ፡—አላህ ፡ መልክተኛ ፡ ዘንድ ፡ ላሉት ፡ ሰዎች ፡ እስከሚበታተኑ ፡ ድረስ ፡ አትቀልቡ ፡ የሚሉ ፡ ናቸው ፤ የሰማያትና ፡ የምድር ፡ ድልቦችም ፡

የአላህ : ናቸው ፤ ግን : መናፍቅ ።
 8 ወደ : መዲና : ብንመለስ : አሽ
 ናፊው : ወራዳውን : በእርግጥ :
 ከርሷ : ያወጣል : ይላሉ ፤ አሽ
 ናፊነትም : ለአላህ : ለመልክተ
 ኛውና : ለምእምናን : ነው ፤
 ግን : መናፍቅን : አያውቁም ።

9 አላንተ : ያመናችሁ : ሆይ : ገንዘ
 ቦቻችሁና : ልጆቻችሁ : አላህን :
 ከማስታወስ : አያታሉዋችሁ ፤ ይ
 ህንገም : የሚሠሩ : ሰዎች : እነ
 ዚያ : እነሱ : ከሳሪዎቹ : ናቸው ።

10 አንዳችሁንም : ሞት : ሳይመ
 ጣውና :—ጌታዬ : ሆይ ! እንድ
 መጸውትና : ከደጋጎቹም : ሰዎች
 እንድችን : ወደ : ጥቂት : ጊዜ :
 ብታቆዩኝ : ኖር : እመኛለሁ :
 ከማለቱ : በፊት : ከሰጠናችሁ :
 ሲሳይ : ለግሱ ።

11 ማንኛይቱንም : ነፍስ : (የሞት) :
 ጊዜዋ : በመጣባት : ጊዜ : አላህ :
 በፍጹም : አያቆያትም ። አላህም :
 በምትሠሩት : ሁሉ : ውስጠ :
 ዐዋቂ : ነው ።

ምዕራፍ : 64 : አል-ተጋቡን ። ክፍል : 28 ።

64ኛ : ሱሪቱ : አል-ተጋቡን ፤ (የመጎዳዳት : ምዕራፍ) ። አብዛኞቹ :
 እንደሚሉት : መዲናዊ : ናት ፤ አያትዋ : (አንቀጾችዋ) : 18 : ናቸው ።

በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም :
 ርገሩህ : በጣም : አዛኝ : በሆነው ።

1 በሰማያት : ውስጥ : ያለው :
 በምድርም : ውስጥ : ያለው :
 ሁሉ : ለአላህ : ያምግሳል ፤ ንግ
 ሥናው : የርሱ : ብቻ : ነው ፤
 ምስጋናም : ለርሱ : ነው ፤ እር
 ሱም : በነገሩ : ሁሉ : ላይ : ቻይ :
 ነው ።

2 እርሱ : ያ : የፈጠራችሁ : ነው ፤
 ከናንተም : ከሐዲ : አልለ ፤ ከናን
 ተም : አማኝ : አልለ ፤ አላህም :
 በምትሠሩት : ሁሉ : ተመልካች :
 ነው ።

3 ሰማያትንና : ምድርን : በውነት :
 ፈጠረ ፤ ቀረጸችሁም : ቅርጻችሁ

ንም : አሳመረ ፤ መመለሻችሁም :
 ወደርሱ : ነው ።

4 በሰማያትና : በምድር : ውስጥ :
 ያለውን : ሁሉ : ያውቃል ፤ የም
 ትደብቁትንም : የምትገልጡት
 ንም : ያውቃል ፤ አላህም : በል
 ቦች : ውስጥ : ያለውን : ሁሉ :
 ዐዋቂ : ነው ።

5 የነዚያ : ከአሁን : በፊት : የካዱ
 ትና : የክሕደታቸውን : ቅጣት :
 ቅመሱ : የተባሉት : ሕዝቦች :
 ወሬ : አልመጣላችሁም ? ለነ
 ሱም : አሳማሚ : ቅጣት : አል
 ላቸው ።

6 ይህ : (ቅጣት) : እርሱ : መልክተ
 ኞቻቸው : በአስረጂዎች : ይመጡ

ባቸው : ስለ : ነበሩ : ሰዎችም :
 ይመናናልን ? ስላሉና : ስለካዱ :
 (ከእምነት) : ስለ : ዞሩም : ነው :
 አላህም : (ከነሱ : እምነት) :
 ተብቃቃ ፤ አላህም : ተብቃቂ :
 ምስጉን : ነው ።

7 እነዚያ : የካዱት : በፍጹም :
 የማይቀሰቀሱ : መኾናቸውን :
 አሰቡ ፤ አይደለም : በጌታዬ :
 እምላለሁ ፤ በእርግጥ : ትቀሰቀ
 ሳላችሁ ፤ ከዚያም : በሠራችሁት :
 ሁሉ : ትነገራላችሁ ፤ ይህም :
 በአላህ : ላይ : ቀላል : ነው ፤
 በላቸው ።

8 በአላህና : በመልክተኛውም ፤
 በዚያም : ባወረድነው : ብርሃን :
 እመኑ ፤ አላህም : በምትሠሩት :
 ሁሉ : ውስጠ : ዐዋቂ : ነው :
 (በላቸው) ።

9 ለመሰብሰቢያው : ቀን : የሚሰበ
 ስብሰባችሁን : ቀን : (አስታውሱ) ፤
 ይህ : የመጎዳዳት : (መግለጫ) :
 ቀን : ነው ፤ (1) በአላህም : የሚ
 ያምን : ሰው : መልካምንም :
 የሚሠራ : ከርሱ : ኅጢአቶቹን :
 ይሰርዳለታል ፤ (ይፍቅለታል) ፤
 ከሥርቻቸውም : ወንዞች : የሚ
 ፈሱባቸውን : ገነቶች : በውስጣ
 ቸው : ዘለዓለም : ዘውታሪዎች :
 ሲኾኑ : ያገባዋል ፤ ይህ : ታላቅ :
 ማግኘት : ነው ።

10 እነዚያም : የካዱና : በአንቀጾ
 ቻችን : ያስተባበሉ : እነዚያ :
 በውስጡ : ዘውታሪዎች : ሲኾኑ :
 የአሳት : ጓዶች : ናቸው ፤ መመ
 ለሻቸውም : ከፋ !

11 ከመከራም : (ማንንም) : አይነ
 ካም : በአላህ : ፈቃድ : ቢኾን :
 እንጅ ፤ በአላህም : የሚያምን :
 ሰው : ልቡን : (ለትዕግሥት) :
 ይመራዋል ፤ አላህም : ነገሩን :
 ሁሉ : ዐዋቂ : ነው ።

12 አላህንም : ተገዙ ፤ መልክተኛ
 ውንም : ታዘዙ ፤ ብትዞሩም :
 (መልክተኛውን : አትጎዱም) ፤
 በመልክተኛውም : ላይ : ያለ
 በት : ግልጽ : ማድረስ : ብቻ :
 ነው ።

13 አላህ : ከርሱ : በቀር : አምላክ :
 የለም ፤ በአላህም : ላይ : አማ
 ኞቹ : ይመኩ ።

14 አላንተ : ያመናችሁ : ሆይ ! ከሚ
 ስቶቻችሁና : ከልጆቻችሁ : (ከአ
 ላህ : መንገድ : በማስተጓጎል) :
 ለናንተ : ጠላቶች : የኾኑ : አል
 ሉ ፤ ስለዚህ : ተጠንቀቋቸው ፤
 ይቅርታ : ብታደርጉ : ብታል
 ኛቸውም : ብትምሩዋቸውም :
 አላህ : በጣም : መሐሪ : አዛኝ :
 ነው ።


15 ገንዘቦቻችሁና : ልጆቻችሁ : ለና
 ንተ : መፈተኛ : ብቻ : ናቸው ፤
 አላህም : እርሱ : ዘንድ : ታላቅ :
 ምንዳ : አልለ ።

16 አላህንም : የቻላችሁትን : ያክል :
 ፍሩት ፤ ትእዛዙን : ስሙም ፤
 ታዘዙም ፤ ለግሱም ፤ ለነፍሶቻ
 ችሁ : መልካምን : (ይሰጣችኋ
 ልና) ፤ የነፍሱንም : ንፍገት :
 የሚጠበቅ : ሰው : እነዚያ :
 እነሱ : ፍላጎታቸውን : የሚያ
 ገኙ : ናቸው ።

17 ለአላህ : መልካም : ብድርን :
 ብታበድሩ : (ምንዳውን) : ለና

1 ምእምናን : የከሐዲዎችን : ቦቶች : ይወር
 ሳሉ ፤ በዚህ : ጊዜ : ከሐዲዎቹም : ጉዳት
 ቸው : ስለሚገለጥ : ይቆጣሉ ።

ንተ : ይደራርበዋል ፤ ለናንተም : 18 ፋቁን : ምስጢር : ግልጹንም ፤
 ይምራል ፤ አላህም : አመስጋኝ : ሁሉ : ዐዋቂው : አሸናፊው ፤
 ታጋሽ : ነው ። ጥበበኛው : ነው ።



በአላህ ፣ ስም ፣ እጅግ ፣ በጣም ፣
 ርገሩጎ ፣ በጣም ፣ አሣኝ ፣ በሆ
 ነው ።

1 አንተ ፣ ነቢዩ ፣ ሆይ ፣ ሴቶችን ፣
 መፍታት ፣ ባሰባችሁ ፣ ጊዜ ፤
 ለዲዳቸው ፣ (1) ፍቱዋቸው ፤
 ዲዳንም ፣ ቁጠሩ ፣ አላህንም ፣
 ጌታችሁን ፣ ፍሩ ፤ ግልጽ ፣ የሾነ
 ችን ፣ ጠያፍ ፣ ካልሠሩ ፣ በስተ
 ቀር ፣ ከቤቶቻቸው ፣ አታውጡ
 ዋቸው ፤ አይውጡም ፤ ይህችም ፣
 የአላህ ፣ ሕግጋት ፣ ናት ፤ የአላ
 ህንም ፣ ሕግጋት ፣ የተላለፈ ፣
 ሰው ፣ በእርግጥ ፣ ነፍሱን ፣
 በደለ ፤ ከዚህ ፣ (ፍች) ፣ በኋላ ፣
 አላህ ፣ (የመማለስ) ፣ ነገርን ፣
 ምናልባት ፣ ያመጣ ፣ እንደ ፣
 ሾነ ፣ አታውቅም ።

2 ጊዜያቸውንም ፣ በመዳረስ ፣ በተ
 ቃረቡ ፣ ጊዜ ፣ በመልካም ፣ ያዙ
 ዋቸው ፤ ወይም ፣ በመልካም ፣
 ተለያዩዋቸው ፤ ከናንተም ፣ ው
 ስጥ ፣ ሁለት ፣ የትክክለኛነት ፣
 ባለቤቶችን ፣ አስመስክሩ ፤ ምስ

ክርነትንም ፣ ለአላህ ፣ አስተካ
 ክሉ ፤ ይሃችሁ ፣ በአላህና ፣ በመ
 ጨረሻው ፣ ቀን ፣ የሚያምን ፣
 የሾነ ፣ ሰው ፣ ሁሉ ፣ በርሱ ፣
 ይገሠጽበታል ፤ አላህንም ፣ የሚ
 ፈራ ፣ ሰው ፣ ለርሱ ፣ መውጫን ፣
 ያደርግለታል ።

3 ከማያስበውም ፣ በኩል ፣ ሲሳ
 ይን ፣ ይሰጠዋል ፤ በአላህም ፣ ላይ ፣
 የሚጠጋ ፣ ሰው ፣ እርሱ ፣ በቂው ፣
 ነው ፤ አላህ ፣ ፈቃዱን ፣ አድራሽ ፣
 ነው ፤ አላህ ፣ ለነገሩ ፣ ሁሉ ፣ የተ
 ወሰነ ፣ ጊዜን ፣ በእርግጥ ፣ አድ
 ርጓል ።

4 እሊያም ፣ ከሴቶቻችሁ ፣ ከአደፍ
 ያቋረጡት ፣ (በዲዳቸው ፣ ሕግ) ፣
 ብትጠራጠሩ ፣ ዲዳቸው ፣ ምስት ፣
 ወር ፣ ነው ፤ እሊያም ፣ ገና ፣ አደ
 ፍን ፣ ያላዩት ፣ (ዲዳቸው ፣ እንደ
 ዚህ ፣ ነው) ፤ የእርግዝና ፣ ባለቤ
 ቶችም ፣ ጊዜያቸው ፣ እርጉዛቸ
 ውን ፣ መውለድ ፣ ነው ፤ አላህ
 ንም ፣ የሚፈራ ፣ ሰው ፣ ከነገሩ ፣
 ሁሉ ፣ ለርሱ ፣ መግራትን ፣ ያደ
 ርግለታል ።

5 ይህ ፣ የአላህ ፣ ፍርድ ፣ ነው ፤ ወደ
 ናንተ ፣ አወረደው ፤ አላህንም ፣

1 በንጽሕና ፣ ወራታቸው ፣ መጀመሪያ ፣ ከአ
 ደፋቸው ፣ እንደ ፣ ጠሩ ፣ ሳትነኳቸው ፣
 ፍታቸው ።

የሚፈራ ፣ ሰው ፣ ጎጠአቶቹን ፣ 10
 ከርሱ ፣ ይሰርይለታል ፤ ምንዳንም ፣
 ለርሱ ፣ ያተልቅለታል ።

6 ከችሎታችሁ ፣ ከተቀመጣችሁ በት ፣
 ስፍራ ፣ አስቀምጧቸው ፤ በነሱም ፣
 ላይ ፣ ልታጣብቡ ፣ አትጉዷቸው ፤
 የእርግዝና ፣ ባለቤቶችም ፣ ቢሾኑ ፣
 እርጉዛቸውን ፣ እስኪወልዱ ፣ ድ
 ረስ ፣ በነሱ ላይ ፣ ቀልቡ ፤ ለናን
 ተም (ልጆቻችሁን) ፣ ቢያጠቡ
 ላችሁ ፣ ምንዳንዎቻቸውን ፣ ስጧ
 ቸው ፤ በመካከላችሁም ፣ በመል
 ካም ፣ ነገር ፣ ተመካከሩ ፤ ብትቸ
 ጋገሩም ፣ ለርሱ ፣ ሌላ ፣ (ሴት) ፣
 ታጠባለታለች ።

7 የችሎታ ፣ ባለቤት ፣ ከችሎታው ፣
 ይቀልብ ፤ በርሱም ፣ ላይ ፣ ሲሳዩ ፣
 የተጠበበበት ፣ ሰው ፣ አላህ ፣
 ነፍሱን ፣ የሰጣትን ፣ እንጅ ፣ አያ
 ስገድድም ፤ አላህ ፣ ከችግር ፣
 በኋላ ፣ ምችትን ፣ በእርግጥ ፣
 ያደርጋል ።

8 ከከተማም ፣ ከጌታዋ ፣ ትእዛዝ ፣
 ከመልክተኞቹም ፣ ያመጠች ፣
 ብርቱንም ፣ ቀጥጥር ፣ የተቆጣጠ
 ርናት ፣ መጥፎንም ፣ ቅጣት ፣ የቀ
 ጣናት ፣ ብዙ ፣ ናት ።

9 የነገርዋንም ፣ ቅጣት ፣ ቀመሰች ፣
 የነገርዋም ፣ መጨረሻ ፣ ከሳራ ፣
 ሾነ ።

አላህ ፣ ለነሱ ፣ ብርቱን ፣ ቅጣት ፣
 አዘጋጀ ፤ እናንተም ፣ የአእምሮ ፣
 ባለ ፣ ቤቶች ፣ ሆይ ፣ አላህን ፣
 ፍሩ ፤ እነዚያ ፣ ያመኑ ፣ (ሆይ) ፤
 አላህ ፣ ወደናንተ ፣ ግሣዴን ፣
 በእርግጥ ፣ አወረደ ፤ መልክተ
 ኛን ፣ (ላክ) ።

11 እነዚያን ፣ ያመኑትንና ፣ መልካ
 ሞችን ፣ የሠሩትን ፣ ከጨለማ
 ዎች ፣ ወደ ፣ ብርሃን ፣ ያወጣ ፣
 ዘንድ ፣ የአላህን ፣ አንቀጾች ፣ ገላ
 ጮች ፣ ሲሾኑ ፣ በናንተ ፣ ላይ ፣
 የሚያንብላችሁን ፣ (ላክ) ፤ በአላ
 ህም ፣ አንቀጾች ፣ የሚያምን ፣
 መልካምን ፣ ሥራ ፣ የሚሠራም ፣
 ከሥርቻቸው ፣ ወንዞች ፣ የሚፈ
 ሱባቸውን ፣ ገንቶች ፣ በውስጣ
 ቸው ፣ ዘለዓለም ፣ ዘውታሪዎች ፣
 ሲሾኑ ፣ ያገባዋል ፤ አላህ ፣ ለ
 ርሱ ፣ ሲሳይን ፣ በእርግጥ ፣ አሳ
 መረ ።

12 አላህ ፣ ያ ፣ ሰባትን ፣ ሰማያት ፣
 የፈጠረ ፣ ነው ፤ ከምድርም ፣ መሰ
 ላቸውን ፣ (ፈጥሮአል) ፤ በመካከ
 ላቸው ፣ ትእዛዙ ፣ ይወርዳል ፤
 አላህ ፣ በነገሩ ፣ ሁሉ ፣ ላይ ፣ ቻይ ፣
 መሾኑን ፣ አላህም ፣ በነገሩ ፣
 ሁሉ ፣ በዕውቀት ፣ ያካበበ ፣ መሾ
 ኑን ፣ ታውቁ ፣ ዘንድ ፣ (ይህንን ፣
 አሳወቃችሁ) ።

66ኛ ፡ ሱረቱ ፡ አል-ተሕሪም ፤ (የግወግዝ ፡ ምዕራፍ) ። በመዲና ፡ የወረደች ፡ ናት ፤ አያትዋ ፡ (አንቀጾችዋ) ፡ 12 ፡ ናቸው ።

- በአላህ ፡ ስም ፡ እጅግ ፡ በጣም ፡ ርኅሩኅ ፡ በጣም ፡ አዛኝ ፡ በሆነው ።
- 1 አንተ ፡ ነቢዩ ፡ ሆይ ፡ አላህ ፡ ለአንተ ፡ የፈቀደህን ፡ ነገር ፡ ሚስቶችህን ፡ ማስወደድን ፡ የምትፈልግ ፡ ስትኾን ፡ (ባንተ ፡ ላይ) ፡ ለምን ፡ እርም ፡ ታደርጋለህ ፤ አላህም ፡ እጅግ ፡ መሐሪ ፡ አዛኝ ፡ ነው ።
 - 2 አላህ ፡ ለናንተ ፡ የመሐሎቻችሁን ፡ መፍቻ ፡ ደነገገላችሁ ፤ አላህም ፡ ረዳታችሁ ፡ ነው ፤ እርሱም ፡ ዐዋቂው ፡ ጥበበኛው ፡ ነው ።
 - 3 ነቢዩ ፡ ከሚሰቱቹ ፡ ወደ ፡ አንዷ ፡ ወሬን ፡ በመሠጠረ ፡ ጊዜ ፡ (አስታውስ) ፤ እርሱንም ፡ በነገረችና ፡ አላህ ፡ እርሱን ፡ (ማውራትዋን) ፡ ባሳወቀው ፡ ጊዜ ፡ ከፊሉን ፡ አስታወቀ ፤ ከፊሉንም ፡ ተወ ፤ በርሱም ፡ ባወራት ፡ ጊዜ ፡ ያህን ፡ ግን ፡ ነገረህ ? አለች ፤ ዐዋቂው ፡ ውስጠ ፡ ዐዋቂው ፡ ነገረኝ ፡ አላት፤
 - 4 ወደ ፡ አላህ ፡ ብትመለሱ ፡ ልቦቻችሁ ፡ በእርግጥ ፡ ተዘንብለዋልና ፡ (ትስሰማላችሁ) ፤ በርሱም ፡ ላይ ፡ ብትረዳዱ ፡ አላህ ፡ እርሱ ፡ ረዳቱ ፡ ነው ፤ ጂብሪልም ፡ ከምእምናንም ፡ መልካሙ ፡ ከዚህም ፡ በኋላ ፡ መላእክቱ ፡ ረዳቶቹ ፡ ናቸው ።
 - 5 (መላችሁንም) ፡ ቢፈታችሁ ፡ ከናንተ ፡ የበለጡ ፡ ሚስቶችን ፡ እስላሞች ፡ አማኞች ፡ ታዛዦች ፡ ተጸ

- ጸኞች ፡ (ለአላህ) ፡ ተገዢዎች ፡ ጸመኞች ፡ ፈቶች ፡ ደናግልም ፡ የኾኑትን ፡ ጌታው ፡ ሊለውጠው ፡ ይከጀላል ።
- 6 አላንተ ፡ ያመናችሁ ፡ ሆይ ፡ ነፍሶቻችሁንና ፡ ቤተሰቦቻችሁን ፡ መቀጣጠያዎ ፡ ሰዎችና ፡ ደንጊያዎች ፡ ከኾነች ፡ እሳት ፡ ጠብቂ ፤ በርሷ ፡ ላይ ፡ ጨካኞች ፡ ኃይለኞች ፡ የኾኑ ፡ መላእክት ፡ አልሉ ፤ አላህን ፡ ያዘዛቸውን ፡ ነገር ፡ (በመጣስ) ፡ አያምጡም ፤ የሚታዘዙትንም ፡ ሁሉ ፡ ይሠራሉ ።
 - 7 አላንተ ፡ የካዳችሁ ፡ ሆይ ፤ ዛሬ ፡ አታመካኙ ፤ የምትመነዱት ፡ ያንን ፡ ትሠሩት ፡ የነበራችሁትን ፡ ብቻ ፡ ነው ፡ (ይባላሉ) ።
 - 8 አላንተ ፡ ያመናችሁ ፡ ሆይ ፤ ንጹሕ ፡ የኾነችን ፡ ጸጸት ፡ በመጸጸት ፡ ወደ ፡ አላህ ፡ ተመለሱ ፤ ጌታችሁ ፡ ከናንተ ፡ ጎጠአቶቻችሁን ፡ ሊሰርዩላችሁ ፡ ከሥሮቻቸው ፡ ወንዞች ፡ የሚፈሱባቸውንም ፡ ገንቶች ፡ ሊያስገባችሁ ፡ ይከጀላልና ፤ አላህ ፡ ነቢዩን ፡ እነዚያንም ፡ ከርሱ ፡ ጋር ፡ ያመኑትን ፡ በማያላፍርበት ፡ ቀን ፡ ብርሃናቸው ፡ በፊቶቻቸውና ፡ በቀኞቻቸው ፡ የሚሮጥ ፡ ሲኾን ፡ ጌታችን ፡ ሆይ ፤ ብርሃናችንን ፡ ሙላልን ፤ ለኛ ፡ ምሕረትም ፡ አድርግልን ፤ አንተ ፡ በነገሩ ፡ ሁሉ ፡ ላይ ፡ ቻይ ፡ ነህና ፡ ይላሉ ።

- 9 አንተ ፡ ነቢዩ ፡ ሆይ ፤ ከሐዲዎችንና ፡ መናፍቃንን ፡ ታገል ፡ በነሱም ፡ ላይ ፡ በርታ ፤ መናሪያቸውም ፡ ገሀነም ፡ ናት ፤ ምን ፡ ትከፋም ፡ መመለሻ !
- 10 አላህ ፡ ለነዚያ ፡ ለካዱት ፡ ሰዎች ፡ የኑሕን ፡ ሴትና ፡ የሉጥን ፡ ሴት ፡ ምሳሌ ፡ አደረገ ፤ ከባሮቻችን ፡ ከኾኑ ፡ ሁለት ፡ መልካም ፡ ባሪያዎች ፡ ሥር ፡ ነበሩ ፤ ከዱዋቸውም ፤ ከአላህም ፡ (ቅጣት ፡ ኑሕና ፡ ሉጥ) ፡ ከሚሰቱቻቸው ፡ ምንም ፡ አልገፈተሩላቸውም ፤ ከገቢዎቻቸው ፡ ጋር ፡ እሳትን ፡ ግቡ ፡ ተባሉ ።
- 11 ለነዚያ ፡ ለአመኑትም ፡ የፈርዖንን ፡ ሴት ፡ አላህ ፡ ምሳሌ ፡ አደረገ ፤ ጌታዬ ፡ ሆይ ፤ አንተ ፡ ዘንድ ፡ በገነት ፡ ውስጥ ፡ ለኔ ፡ ቤትን ፡ ገንባልኝ ፤ ከፈርዖንና ፡ ከሥራውም ፡ አድነኝ ፤ ከበደለኞቹ ፡ ሕዝቦችም ፡ አድነኝ ፡ ባለች ፡ ጊዜ ።
- 12 የሚምራንን ፡ ልጅ ፡ መርየምንም ፡ ያችን ፡ ብልቷን ፡ የጠበቀችውን ፡ (ምሳሌ ፡ አደረገ) ፤ በርሱም ፡ ውስጥ ፡ ከመንፈሳችን ፡ ነፍሩን ፡ በጌታዋ ፡ ቃላትና ፡ በመጸሕፍቱም ፡ አረጋገጠች ፤ ከታዛዦቹም ፡ ነበረች ።

ምዕራፍ : 67 : አል-ሙልክ ። ክፍል : 29 ።

★ ★ ★

67ኛ ፡ ሱረቱ ፡ አል-ሙልክ ፤ (የንግሥና ፡ ምዕራፍ) ። በመካ ፡ የወረደች ፡ ናት ፤ አያትዋ ፡ (አንቀጾችዋ) ፡ 30 ፡ ናቸው ።

- በአላህ ፡ ስም ፡ እጅግ ፡ በጣም ፡ ርኅሩኅ ፡ በጣም ፡ አዛኝ ፡ በሆነው ።
- 1 ያ ፡ ንግሥና ፡ በእጁ ፡ የኾነው ፡ አምላክ ፡ ችሮታው ፡ በዛ ፤ እርሱም ፡ በነገሩ ፡ ሁሉ ፡ ላይ ፡ ቻይ ፡ ነው ።
 - 2 ያ ፡ የትኛችሁ ፡ ሥራው ፡ ይበልጥ ፡ ያማረ ፡ መኾኑን ፡ ሊሞክራችሁ ፡ ሞትንና ፡ ሕይወትን ፡ የፈጠረ ፡ ነው ፤ እርሱም ፡ አሸናፊው ፡ መሐሪው ፡ ነው ።
 - 3 ያ ፡ ሰባትን ፡ ሰማያት ፡ የተነባ
 - 4 ከዚያም ፡ ብዙ ፡ ጊዜ ፡ ዓይንህን ፡ መላልስ ። ዓይንህ ፡ ተዋርዶ ፡ እርሱም ፡ የደከመ ፡ ኾኖ ፡ ወዳንተ ፡ ይመለሳል ።
 - 5 ቅርቢቱን ፡ ሰማይም ፡ በእርግጥ ፡ በመብራቶች ፡ (በከዋክብት) ፡ አጌጥናት ፤ ለሰይጣናትም ፡ መቀ

ጥቀሚዎች : አደረገናት = ለነርሱም : (ለሰይጣኖች) : የአሳትን : ቅጣት : አዘጋጀን ።

6 ለነዚያም : በጌታቸው : ለካዱት : የገሀነም : ቅጣት : አልላቸው ፤ መመለሻይቱም : ከፋች !

7 በውስጡ : በተጣሉ : ጊዜ ለእርሷ : የምትፈላ : ስትኾን : ለርሷ : (እንደ : አሀያ) : ግናፋትን : ይሰማሉ ።

8 ከቁጭትዎ : የተነሳ : ልትቆራረጥ : ትቀርባለች ፤ በውስጡ : ጭፍሮች : በተጣሉ : ቍጥር : ዘበኞችዎ : አስፈራሪ : (ነቢይ) : አልመጣችሁም ? በማለት : ይጠይቋቸዋል ።

9 አይደለም : በእርግጥ : አስፈራሪ : መጥተናል ፤ አስተባባሪንም ፤ አላህም : ምንም : አላወረደ : እናንተ : (አውርዷል : ስትሉ) : በትልቅ : ስሕተት : ውስጥ : እንጅ : አይደላችሁም : አልን : ይላሉ ።

10 የምንሰማ : ወይም : የምናስብ : በነበርንም : ኖር : በነዳጅ : እሳት ጓዶች : ውስጥ : ባልኾን : ነበር : ይላሉ ።

11 በገጠአታቸውም : የምናሉ : ለእሳት : ጓዶችም : (ከእዝነት) : መራቅ : ተገባቸው ።

12 እነዚያ : ጌታቸውን : በሩቁ : የሚፈሩ : ለነሱ : ምሕረትና : ታላቅ : ምንጃ : አላቸው ።

13 (ሰዎች : ሆይ !) ቃላችሁንም : መሥጥሩ ፤ ወይም : በርሱ : ጭሁ ፤ እርሱ : በልቦች : ውስጥ : ያለን : ሁሉ : ዐዋቂ : ነው ።

14 የፈጠረ : አምላክ : እርሱ : ዕውቀት : ረቂቁ : ውስጥ : ዐዋቂው :

ሲኾን : (ምስጢርን : ሁሉ) : አያውቅምን ?

15 እርሱ : ያ : ምድርን : ለናንተ : የተገራች : ያደረገላችሁ : ነው ፤ በጋራዎችዎና : በመንገዶችዎም : ኼዱ : ከሲሳዩም : ብሉ ፤ (ጳላ) : መመለሻውም : ወደርሱ : ብቻ : ነው ።

16 በሰማይ : ውስጥ : ያለን : (ሰራዊት) : በናንተ : ምድርን : ቢደረባባችሁ : ወዲያውም : እርሷ : የምታረገርግ : ብትኾን : ትተማ መናላችሁን ? (አትፈሩምን ?)

17 ወይም : በሰማይ : ውስጥ : ያለን : በናንተ : ላይ : ጠጠርን : ያዘለች : ነፋስን : ቢልክባችሁ : ትተማ መናላችሁን ? (አትፈሩምን ?) ማ ስጠንቀቂም : እንዴት : እንደ : ኾነ : ወደፊት : ታውቃላችሁ ።

18 እነዚያም : ከነሱ : በፊት : የነበሩት : በእርግጥ : አስተባባሉ ፤ ጥላቻዬም : እንዴት : ነበር !

19 ወደ : አዕዋፍ : ከበላያቸው : ክን ርቻቸውን : ዘርግተው : ተንሳፋፊዎች : የሚሰበሰቡም : ሲኾኑ አላዩም ? ከአልረሕማን : በቀር : (ባዩር : ላይ) : የሚይዛቸው : የለም ። እርሱ : በነገሩ : ሁሉ : ተመልካች : ነው ።

20 በውነቱ : ያ : እርሱ : ከአልረሕማን : ሌላ : የሚረዳችሁ : ለናንተ : የኾነ : ሰራዊት : ማነው ? ከሐዲዎች : በመታለል : ውስጥ : እንጅ : በሌላ : ላይ : አይደሉም ።

21 ወይም : ሲሳዩን : ቢይዝባችሁ : ያ : ሲሳይን : የሚሰጣችሁ : ማነው ? በውነቱ : እነርሱ : በምንድና : በመደንበር : ውስጥ : ችክ : አሉ።

22 በፊቱ : ላይ : ተደፍቶ : የሚኼድ : ሰው : ይበልጥ : የቀና : ነውን ? ወይስ : በቀጥተኛ : መንገድ : ላይ : ተስተካክሎ : የሚኼድ ?

23 እርሱ : ያ : የፈጠራችሁ : ለናንተም : መስሚያና : ማያዎችን : ልቦችንም : ያደረገላችሁ : ነው ፤ ጥቂትንም : አታመሰግኑም : በላቸው ።

24 እርሱ : ያ : በምድር : ላይ : የበተናቸሁ : ነው ፤ ወደርሱም : ትስበሰባላችሁ : በላቸው ።

25 እውነተኛችሁ : እንደኾናችሁ : ይህ : ቀጠር : መቼ : ነው ? ይላሉ ።

26 ዕውቀቱ : አላህ : ዘንድ : ብቻ : ነው ። እኔ : ግልጽ : አስፈራሪ : እንጅ : ሌላ : አይደለሁም : በላቸው ።


27 (ቅጣትን) : ቅርብ : ኾኖ : ባዩትም : ጊዜ : የነዚያ : የካዱት :

ሰዎች : ፊቶች : ይከከፋሉ ፤ ይህ : ያ : በርሱ : ትከራከሩበት : የነበራችሁት : ነው : ይባላሉም ።

28 አያችሁን ? አላህ : ቢገድለኝ : ከኔ : ጋር : ያሉትንም : (እንደ ዚሁ) : ወይም : (በማቆየት) : ቢያዘንልን : ከሐዲዎችን : ከአሳማሚ : ቅጣት : የሚያድን : ማን : ነው ? በላቸው ።

29 እርሱ : (እመኔበት : የምላችሁ) : አልረሕማን : ነው ፤ (እኛ) : በርሱ : አመንን ፤ በርሱም : ላይ : ተጠጋን ፤ ወደ : ፊትም : በግልጽ : መሳሳት : ውስጥ : የኾነው : እርሱ : ማን : እንደ : ኾነ : በእርግጥ : ታውቃላችሁ : በላቸው ።

30 አያችሁን ? ውሃችሁ : ሠራጊ : ቢኾን : ፈሳሽን : ውሃ : የሚያመጣላችሁ : ማን : ነው ? በላቸው ። (አላህ : የዓለማት : ጌታ : ያመጣዋል) ።



በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም : 2 ርገሩገ : በጣም : አዛኝ : በሆነው ።

1 ነ. (ኑን) ፤ (1) በብርዕ : እምላሉ : በዚያም : (መልአኮች) : በሚጽፉት ።

1 የዐሃ : ስም : ነው ።

2 አንተ : በጌታህ : ጸጋ : የተገኘ ጸፍክ : ስትኾን : ዕብድ : አይደለህም ።

3 ላንተም : (ከጌታህ) : የማይቋረጥ : ዋጋ : በእርግጥ : አልለህ ።

4 አንተም : በታላቅ : ጠባይ : ላይ : ነህ ።


5 ወደፊትም ፡ ታያለህ ፤ ያያሉም ፤
 6 ዕብደት ፡ በማንኛችሁ ፡ እንዳልለ ።
 7 ጌታህ ፡ እርሱ ፡ ከመንገዱ ፡ የተሳሳተውን ፡ ሰው ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ፤ እርሱም ፡ ተመሪዎቹን ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ።
 8 ለአስተባባሮችም ፡ አትታዘዝ ።
 9 ብትመሳሰላቸውና ፡ ቢመሳሰሉህ ፡ ተመኙ ።
 10 መሐለኛ ፡ ወራዳንም ፡ ሁሉ ፡ አትታዘዝ ።
 11 ሰውን ፡ እነዋሪንና ፡ በማሳበቅ ፡ ሼያጅን ።
 12 ለበነ ፡ ነገር ፡ በጣም ፡ ከልካይን ፤ ወሰን ፡ አላፈን ፤ ኃጢአተኛን ፤
 13 ልበ ፡ ደረቅን ፤ ከዚህ ፡ በኋላ ፡ ዳቃላን ፡ (ሁሉ ፡ አትታዘዝ) ።
 14 የገንዘብና ፡ የልጆች ፡ ባለቤት ፡ በመኾኑ ፡ (ያስተባብላል) ።
 15 በርሱ ፡ ላይ ፡ እንቀጾቻችን ፡ በሚነበቡ ፡ ጊዜ ፡ የመጀመሪያዎቹ ፡ ሰዎች ፡ ተረቶች ፡ ናቸው ፡ ይላል ።
 16 በአፍንጫው ፡ ላይ ፡ በእርግጥ ፡ (የሚነወርበት) ፡ ምልክት ፡ እና ደርግበታለን ።
 17 እኛ ፡ የአትክልቲቱን ፡ ባለ ፡ ቤቶች ፡ እንደ ፡ ሞከርን ፡ (የመካን ፡ ሰዎች) ፡ ሞከርናቸው ፤ ማልደው ፡ (ፍሬዋን) ፡ ሊለቅ ሟት ፡ በማሉ ፡ ጊዜ ።
 18 (በመሐላቸው) ፡ አያስቀሩምም ።
 (1)
 19 እነርሱ ፡ የተኙ ፡ ኾነውም ፡ ሳሉ ፡

ከጌታህ ፡ የኾነ ፡ ዟሪ ፡ በርሷ ፡ ላይ ፡ ዘረባት ።
 20 እንደ ፡ ሌሊት ፡ ጨለማም ፡ ኾና ፡ አነጋች ፤ (ከሰለች) ።
 21 ያነጉም ፡ ኾነው ፡ ተጠራሩ ።
 22 ቆራጮች ፡ እንደ ፡ ኾናችሁ ፡ በእርሻችሁ ፡ ላይ ፡ ማልዱ ፡ በማለት ።
 23 እነሱ ፡ የሚንሾካሾኩ ፡ ኾነው ፡ ሼዱም ።
 24 ዛሬ ፡ በናንተ ፡ ላይ ፡ ድኻ ፡ እንዳይገባት ፡ በማለት ።
 25 (ድኾችን) ፡ በመከልከልም ፡ ላይ ፡ (በሐሳባቸው) ፡ ቻዮች ፡ ኾነው ፡ ማለዱ ።
 26 (ተቃዋላ) ፡ ባዩዋትም ፡ ጊዜ ፡ እኛ ፡ በእርግጥ ፡ ተሳሳቾች ፡ ነን ፡ አሉ ።
 27 ይልቁንም ፡ እኛ ፡ የተከለከልን ፡ ነን ፡ አሉ ።
 28 ትክክለኛቸው ፡ ለናንተ ፡ አላህን ፡ ለምን ፡ አታጠሩም ፡ አላልኳችሁምን ? አላቸው ።
 29 ጌታችን ፡ ጥራት ፡ ይገባው ፤ እኛ ፡ በዳዮች ፡ ነበርን ፤ አሉ ።
 30 የሚወቃቀሱም ፡ ኾነው ፡ ከፊሉ ቻቸው ፡ በከፊሉ ፡ ላይ ፡ መጡ ።
 31 ዋ ፡ ጥፋታችን ! እኛ ፡ ድንበር ፡ አላፈዎች ፡ ነበርን ፤ አሉ ።
 32 ጌታችን ፡ ከርሷ ፡ የተሻለን ፡ (አትክልት) ፡ ሊለውጠን ፡ ይከጀላል ፤ እኛ ፡ ወደ ፡ ጌታችን ፡ ከጃዮች ፡ ነን ፤ (አሉ) ።
 33 ቅጣቱ ፡ እንደዚሁ ፡ ነው ። የመጨረሻይቱም ፡ ዓለም ፡ ቅጣት ፡ ታላቅ ፡ ነው ፤ የሚያውቁ ፡ በኾኑ ፡ ኖሮ ፡ (በተጠነቀቁ ፡ ነበር) ።

1 አላህ ፡ ቢሻ ፡ አይሉም ፤ የድኾችን ፡ ፈንታ ፤ አያስተርፋም ።

34 ለጥንቁቆቹ ፡ በጌታቸው ፡ ዘንድ ፡ መጠቀሚያ ፡ ገነቶች ፡ አሏቸው።
 35 መስሊሞቹን ፡ እንደ ፡ ከሐዲዎች ፡ እናደርጋለን ?
 36 ለናንተ ፡ ምን ፡ (አስረጅ) ፡ አላችሁ ? እንዴት ፡ ትፈርዳላችሁ ።
 37 በውነቱ ፡ ለናንተ ፡ በርሱ ፡ የምታጠኑበት ፡ መጽሐፍ ፡ አላችሁን ?
 38 በውስጡ ፡ ለናንተ ፡ የምትመርጡት ፡ አላችሁ ፡ (የሚል) ።
 39 ወይስ ፡ ለናንተ ፡ የምትፈርዱት ፡ አላችሁ ፡ በማለት ፡ (ቃል ፡ ኪዳን የገባንላችሁ) ፡ እስከ ፡ ትንሣኤ ፡ ቀን ፡ ደራሽ ፡ የኾኑ ፡ መሐላዎች ፡ ለናንተ ፡ በኛ ፡ ላይ ፡ አሏችሁን ?
 40 በዚህ ፡ ማንኛቸው ፡ ተያዥ ፡ እንደ ፡ ኾነ ፡ ጠይቃቸው ።
 41 ወይስ ፡ ለነሱ ፡ (በፍርዳቸው ፡ ተስማሚ) ፡ ተጋሪዎች ፡ አሏቸውን ? እውነተኛቸውም ፡ እንደ ፡ ኾኑ ፡ ተጋሪዎቻቸውን ፡ ያምጡ ።
 42 ባት ፡ የሚገለጥበትን ፡ (ከሐዲዎች) ፡ ወደ ፡ መስገድም ፡ የሚጠሩበትንና ፡ የማይችሉበትን ፡ ቀን ፡ (አስታውስ) ።
 43 ዓይኖቻቸው ፡ የፈሩ ፡ ውርደት ፡ የምትሸፍናቸው ፡ ሲኾኑ ፤ (ወደ ፡ ስግደት ፡ የሚጠሩበትን) ፤ እነሱም ፡ (በምድረ ፡ ዓለም) ፡ ደህና ፡ ኾነው ፡ ሳሉ ፡ ወደ ፡ ስግደት ፡ በእርግጥ ፡ ይጠሩ ፡ ነበሩ ።

44 በዚህም ፡ ንግግር ፡ ከሚያስተባብሉት ፡ ሰዎች ፡ ጋር ፡ ተዎኝ ፤ (እነሱን ፡ እኔ ፡ እበቃሃለሁ) ። ከማያውቁት ፡ ስፍራ ፡ እዘናግተን እንይዛቸዋለን ።
 45 እነርሱንም ፡ አዘገያለሁ ፤ ዘዴዬ ፡ ብርቱ ፡ ነውና ።
 46 በውነቱ ፡ ዋጋን ፡ ትጠይቃቸዋለህን ? ስለዚህ ፡ እነሱ ፡ ከዕዳ ፡ የተከበዱ ፡ ናቸውን ?
 47 ወይስ ፡ እነሱ ፡ ዘንድ ፡ የሩቁ ፡ ምስጢር ፡ ዕውቀት ፡ አልለን ? ስለዚህ ፡ እነርሱ ፡ ይጽፋሉን ?
 48 ለጌታህም ፡ ፍርድ ፡ ታገሥ ፤ (በመበላጨትና ፡ ባለ ፡ መታገሥ) ፡ እንደ ፡ ዓሣው ፡ ባለቤትም ፡ (እንደ ፡ ዮናስ) ፡ አትኹን ፤ እርሱ ፡ በጭንቀት ፡ የተመላ ፡ ኾና ፡ (ጌታውን) ፡ በተጣራ ፡ ጊዜ ።
 49 ከጌታው ፡ የኾነ ፡ ጸጋ ፡ ባላገኘው ፡ ኖሮ ፡ በምድረ ፡ በዳ ፡ ተወቃሽ ፡ ኾና ፡ በተጣለ ፡ ነበር።
 50 ጌታውም ፡ (በነቢይነት) ፡ መረጠው ፡ ከደጋጎቹም ፡ አደረገው ።
 51 እነሆ ፡ እነዚያም ፡ የካዱት ፡ ሰዎች ቁርአኑን ፡ በሰሙ ፡ ጊዜ ፡ በዓይኖቻቸው ፡ ሊጥሉህ ፡ (ሊያጠፉህ) ፡ ይቃረባሉ ፤ እርሱም ፡ በእርግጥ ፡ ዕብድ ፡ ነው ፡ ይላሉ ።
 52 ግን ፡ እርሱ ፡ (ቁርአን) ፡ ለዓለማት ፡ መገሠጫ ፡ እንጂ ፡ ሌላ ፡ አይደለም ።



በአላህ ፣ ስም ፣ እጅግ ፣ በጣም ፣
 ርኅሩኅ ፣ በጣም ፣ አዛኝ ፣ በሆነው።

1 እውነትን ፣ አረጋጋጫቱ ፣ (ትንሣኤ) ።

2 አረጋጋጫቱ ፣ (እርሷ) ፣ ምንድን ፣ ናት ፣

3 አረጋጋጫቱም ፣ ምን ፣ እንደ ፣ ሽነች ፣ ምን ፣ አላወቀህ ፣

4 ሠሙድና ፣ ዓድ ፣ በቆርቆሪይቱ ፣ (ትንሣኤ) ፣ አስተባበሉ ።

5 ሠሙድማ ፣ ወሰን ፣ በሌላት ፣ ጨኸት ፣ ተጠፋ ፣ (ተወደሙ) ።

6 ዓድማ ፣ በገይል ፣ በምትንሻሻ ፣ ብርቱ ፣ ነፋስ ፣ ተጠፋ ።

7 ተከታታይ ፣ በሽኑ ፣ ሰባት ፣ ሌሊቶችና ፣ ስምንት ፣ መዓልቶች ፣ ውስጥ ፣ በነሱ ፣ ላይ ፣ ለቀቃት ። ሕዝቦቹንም ፣ በውስጡ ፣ (1) ፣ የተጣሉ ፣ ሽነው ፣ ልክ ፣ ክፍት ፣ የሽኑ ፣ የዘንባባ ፣ ግንደች ፣ መስለው ፣ ታያቸዋለህ ።

8 ለነሱም ፣ ቀሪን ፣ ታያለህን ፣

9 ፈርዖን ፣ ከበሬቱ ፣ የነበሩትም ፣ ሰዎች ፣ ተገልባጮቹም ፣ (ከተሞች) ፣ በጎጠኦች ፣ (ሥራዎች) ፣ መጡ ።

10 የጌታቸውንም ፣ መልክተኛ ፣ ትእዛዝ ፣ ጣሱ ፣ የበረታችንም ፣ አያያዝ ፣ ያዛቸው ።

11 እኛ ፣ ውሃው ፣ ባየለ ፣ ጊዜ ፣ በተን

ሻላይቱ ፣ ታንኳ ፣ ውስጥ ፣ ጫኛችሁ ።

12 ለናንተ ፣ መገሠጫ ፣ ልናደርጋት ፣ አጥኒ ፣ የሽነችም ፣ ጀር ፣ ታጠናት ፣ ዘንድ ።

13 በቀንዱም ፣ እንዲት ፣ መነፋት ፣ በተነፋች ፣ ጊዜ ።

14 ምድርና ፣ ጋራዎችም ፣ (ከስፍራቸው) ፣ በተነሱና ፣ አንዲትን ፣ መሰባበር ፣ በተሰባበሩ ፣ ጊዜ ።

15 በዚያ ፣ ቀን ፣ ሳኝቱ ፣ (ትንሣኤ) ፣ ትሾናለች ።

16 ሰማይም ፣ ትቀደዳለች ፣ ስለዚህ ፣ እርሷ ፣ በዚያ ፣ ቀን ፣ ደካማ ፣ ናት ።

17 መላእክትም ፣ በየጫፎችዋ ፣ ላይ ፣ ይሾናሉ ፣ የጌታህንም ፣ ዐርሽ ፣ በዚያ ፣ ቀን ፣ ስምንት ፣ መላእክት ፣ ከበላያቸው ፣ ይሸከማሉ ።

18 በዚያ ፣ ቀን ፣ ከናንተ ፣ ተደባቂ ፣ (ነገሮች) ፣ የማይደበቁ ፣ ሲሽኑ ፣ ትቅቀረባላችሁ ።

19 መጽሐፉን ፣ በቀኙ ፣ የተሰጠ ፣ ሰውማ ፣ (ለንደኞቹ) ፣ እንኩ ፣ መጽሐፈን ፣ አንብቡ ፣ ይላል ።

20 እኔ ፣ ምርመራየን ፣ የምገናኝ ፣ መሾኔን ፣ አረጋገጥኩ ፣ (ተዘጋጀሁም ፣ ይላል) ።

21 እርሱም ፣ በተወደደች ፣ ኑሮ ፣ ውስጥ ፣ ይሾናል ።

22 በከፍተኛይቱ ፣ ገነት ፣ ውስጥ ።

23 ፍሬዎችዋ ፣ ቅርቦች ፣ የሾኑ ።

1 በቀናቱ ፣ ወይም ፣ በነፋሲቱ ፣ ውስጥ ።

24 በአለፉት ፣ ቀናት ፣ ውስጥ ፣ (በምድረ ፣ ዓለም) ፣ ባስቀደማችሁት ፣ ምክንያት ፣ ብሉ ፣ ጠጡም ፣ (ይባላሉ) ።

25 መጽሐፉንም ፣ በግራው ፣ የተሰጠማ ፣ ዋ ፣ ጥፋቱ ፣ ምነው ፣ መጽሐፈን ፣ ባልተሰጠሁ ፣ ይላል ።

26 ምርመራየንም ፣ ምን ፣ እንደ ፣ ሽነ ፣ ባላወቅሁ ።

27 እርሷ ፣ (ሞት ፣ ሕይወቱን) ፣ ምነው ፣ ፈጻሚ ፣ በሽነች ። (1)

28 ገንዘቢ ፣ ከኔ ፣ ምንንም ፣ አላብቃቃኝ ፣ (አልጠቀመኝም) ።

29 ጎይሌ ፣ ከኔ ፣ ላይ ፣ ጠፋ ፣ (ይላል) ።

30 ያዙት ፣ እስሩትም ።

31 ከዚያም ፣ በእሳት ፣ ውስጥ ፣ አግቡት ።

32 ከዚያም ፣ ርዝመቷ ፣ ሰባ ፣ ክንድ ፣ በሽነች ፣ ሰንሰለት ፣ ውስጥ ፣ አግቡት ።

33 እርሱ ፣ ታላቅ ፣ በሽነው ፣ አላህ ፣ አያምንም ፣ ነበርና ።

34 ድሾችንም ፣ በማብላት ፣ ላይ ፣ አያግባባም ፣ ነበርና ።

35 ለርሱም ፣ ዛሬ ፣ እዚህ ፣ ዘመድ ፣ የለውም ።

36 ምግብም ፣ ከእሳት ፣ ሰዎች ፣ ቁስል ፣ እጣቢ ፣ (እሾ) ፣ በስተቀር ፣ የለውም ።

37 ጎጠኦቻችን ፣ እንጅ ፣ ሌላ ፣ አይበላውም ፣ (ይባላል) ።

38 በምታዩትም ፣ ነገር ፣ እምላሊሁ ።

39 በማታዩትም ፣ ነገር ።

40 እርሱ ፣ (ቁርአን) ፣ የተከበረ ፣ መልክተኛ ፣ ቃል ፣ ነው ። (1)

41 እርሱም ፣ የባለቅኔ ፣ ቃል ፣ (ግጥም) ፣ አይደለም ። ጥቂትን ፣ ብቻ ፣ ታምናላችሁ ።

42 የጠንቋይም ፣ ቃል ፣ አይደለም ፣ ጥቂትን ፣ ብቻ ፣ ታስታውሳላችሁ ።

43 ከዓለማት ፣ ጌታ ፣ የተወረደ ፣ ነው ።

44 በኛ ፣ ላይም ፣ ከፊልን ፣ ቃላት ፣ (ያላልነውን) ፣ በቀጠፈ ፣ ኖሮ ፣

45 በጎይል ፣ በያዝነው ፣ ነበር ።

46 ከዚያም ፣ ከርሱ ፣ የልቡን ፣ ስር ፣ (የተንጠለጠለበትን ፣ ጂማት) ፣ በቆረጥን ፣ ነበር ።

47 ከእናንተም ፣ ውስጥ ፣ ከርሱ ፣ ላይ ፣ ከልካዮች ፣ ምንም ፣ አይኖሩም ።

48 እርሱም ፣ (ቁርአን) ፣ ለጥንቁቆቹ ፣ መገሠጫ ፣ ነው ።

49 እኛም ፣ ከናንተ ፣ ውስጥ ፣ አስተባባዮች ፣ መኖራቸውን ፣ በእርግጥ ፣ እናውቃለን ።


50 እርሱም ፣ (ቁርአን) ፣ በከሐዲዎቹ ፣ ላይ ፣ ጸጸት ፣ ነው ።

51 እርሱም ፣ የተረጋገጠ ፣ እውነት ፣ ነው ።

52 የታላቁን ፣ ጌታህንም ፣ ስም ፣ አወድስ ።

1 እንደ ፣ ጥትኩ ፣ ባልነሳ ፣ በተረሁ ፣ ግለት ፣ ነው ።

1 ከጌታ ፣ ተለኮ ፣ ያመጣው ፣ ቃል ፣ ነው ።



በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም :
 ርገሩ ፣ በጣም : አዛኝ : በሆነው ።

1 ወዳቂ : ከኾነው : ቅጣት : ጠያቂ : ጠየቀ ።

2 በከላዲዎች : ላይ : (ወዳቂ : ከኾነው) : ለርሱ : መላሽ : የለውም ።

3 የ(ሰማያት) : መሰላሎች : ባለቤት : ከኾነው : አላህ : (መላሽ : የለውም) ።

4 መላእክቱና : መንፈሱም : ልኩ : አምሳ : ሺሕ : ዓመት : በኾነ : ቀን : ውስጥ : ወደርሱ : ያርጋሉ ፤ (ይወጣሉ) ።

5 መልካምንም : ትእግሥት : ታገሥ ።

6 እነርሱ : (ያንን : ቀን) : ሩቅ : አድርገው : ያዩታል ።

7 እኛም : ቅርብ : ኾና : እናየዋለን ።

8 ሰማይ : እንደ : ዘይት : አተላ : በምትኾንበት : ቀን ።

9 ጋራዎችም : በተለያዩ : ቀለማት : እንደ : ተነከረ : ሱፍ : (ነፋስ : እንደሚያበረው) : በሚኾኑበት : ቀን ።

10 ዘመድም : ዘመድን : በማይጠይቅበት : ቀን ፤ (መላሽ : የለውም) ።

11 (ዘመዶቻቸውን) : ያዩዋቸዋል ፤ አመጠኛው : ከዚያ : ቀን : ስ

ቃይ : (ነፍሱን) : በልጆቹ : ሊበኾር : ይመኛል ።

12 በሚስቱም : በወንድሙም ።

13 በዚያችም : በምታስጠጋው : ጎሳው ።

14 በምድርም : ላይ : ባለው : ሁሉ : (ሊበኾር) : ከዚያም : ሊያደነው : (ይመኛል) ።

15 ይተው ! እርሷ : (እሳቲቱ) : ለዚ : ናት ። (1)

16 የራስን : ቅል : ቆዳ : የምትሞሽ ልቅ : ስትኾን ።

17 (ከእምነት) : የዞረንና : የሸሸን : ሰው : (ወደርሷ) : ትጠራለች ።

18 ገንዘብን : የሰበሰበንና : (ዘካውን : ሳይሰጥ) : የቆጠረንም ፤ (ትጠራለች) ።

19 ሰው : ቅጠ : ቢስ : ኾኖ : ተፈጠረ ።

20 ክፉ : ነገር : ባገኘው : ጊዜ : ብስጫተኛ ።

21 መልካምም : ነገር : (ድሉት) : ባገኘ : ጊዜ : ከልካይ : (ኾኖ : ተፈጠረ) ።

22 ሰጋጆቹ : ብቻ : ሲቀሩ ።

23 እነዚያ : እነርሱ : በሰግደታቸው : ላይ : ዘውታሪዎች : የኾኑት ።

24 እነዚያም : በገንዘቦቻቸው : ላይ : የታወቀ : መብት : ያለባቸው : የኾኑት ።

1 ነጻድ : እሳት : ናት ።

25 ለለማኝ : ከልመና : ለሚከለክልም : (መብት : ያለባቸው : የኾኑት) ።

26 እነዚያም : በፍርድ : ቀን : እውነት : የሚሉት : (የሚያረጋግጡት) ።

27 እነዚያም : እነሱ : ከጌታቸው : ቅጣት : ፈሪዎች : የኾኑት ።

28 የጌታቸው : ቅጣት : (መምጣቱ) : የማያስተማምን : ነውና ።

29 እነዚያም : እነሱ : ብልቶቻቸውን : ጠባቂዎች : የኾኑት ።

30 በሚስቶቻቸው : ወይም : እጆቻቸው : በያዙዋቸው : (ባሮች) : ላይ : ሲቀር ። እነሱ : (በነዚህ) : የማይወቀሱ : ናቸውና ።

31 ከዚያም : ወዲያ : (1) የፈለገ : ሰው : እነዚያ : እነሱ : ድንበር : አላፈረዎች : ናቸው ።

32 እነዚያም : እነሱ : አደራዎቻቸውንና : ቃል : ኪዳናቸውን : ጠባቂዎች : የኾኑት ።

33 እነዚያም : እነሱ : በምስክርነታቸው : ትክክለኛች : የኾኑት ።

34 እነዚያም : እነሱ : በሰላቶቻቸው : ላይ : የሚጠባበቁት ።

35 እነዚህ : (ከዚህ : በላይ : የተወሰኑት : ሁሉ) : በገንቶች : ውስጥ : የሚከበሩ : ናቸው ።

36 ለነዚያም : ለካዱት : ወደ : አንተ : በኩል : እንገቶቻቸውን : መዝዘው : የሚያተኩሩት : ምን : አላቸው ?

37 ከቀኝና : ከግራ : ክፍልፍል : ጭፍሮች : ሲኾኑ ፤

38 ከነሱ : እያንዳንዱ : ሰው : የጸጋይቱን : ገነት : መግባትን : ይከጅላልን ?

39 ይከልከል ፤ እኛ : ከሚያውቁት : ነገር : (ከፍቶት : ጠብታ) : ፈጠርናቸው ።

40 በምሥራቆችና : በምዕራቦችም : ጌታ : እምላለሁ ፤ እኛ : በእርግጥ : ቻዮች : ነን ፤


41 ከነሱ : የተሻለን : በመለወጥ : ላይ ። እኛም : ተሸናፊዎች : አይደለንም ።

42 ያንንም : የሚስፈራሩበትን : ቀናቸውን : እስከሚገናኙ : ድረስ : ተዋቸው ፤ ይዋኙ : ይሚወቱም ።

43 ወደ : ጣዖቶች : እንደሚሸቀዳደሙ : ኾነው : ከመቃብሮቻቸው : ፈጥነው : የሚወጡበትን : ቀን : (እስከሚገናኙ : ድረስ : ተዋቸው) ።

44 ዓይኖቻቸው : ያፈሩ : ኾነው : ውርደት : ትሸፍናቸዋለች ። ይህ : ቀን : ያ : ይስፈራሩበት : የነበሩት : ነው ።

1 ከሚስቶቹና : እጹ : ከጨበጣቸው : ባሮች : ሌላ ።




በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም :
 ርኅሩኅ : በጣም : አዛኝ : በሆነው ።
 1 እኛ : ኑሕን : ሕዝቦችህን : አሳማሚ : ቅጣት : ሳይመጣቸው : በፊት : አስጠንቅቅ : በማለት : ወደ : ሕዝብቼ : ላክነው ።
 2 (እርሱም) : አለ :— ሕዝቦቼ : ሆይ ! እኔ : ለኖንተ : ገላጭ : የኾንኩ : አስጠንቃቂ : ነኝ ።
 3 አላህን : ተገዙት ፤ ፍሩትም ፤ ታዘዙኝም : በማለት ፤ (አስጠንቃቂ : ነኝ) ።
 4 ለኖንተ : ከጎጠአቶቻችሁ : ይምራልና ፤ ወደ : ተወሰነው : ጊዜም : ያቆያችኋል ፤ የአላህ : (የወሰነው) : ጊዜ : በመጣ : ወቅት : አይቆቆይም ። የምታውቁ : ብትኾኑ : ኖሮ : (በታዘዛችሁ : ነበር) ።
 5 (ስለ : ተቃወሙትም) : አለ :— ጌታዬ : ሆይ ! እኔ : ሌሊትም : ቀንም : ሕዝቦቼን : ጠራሁ ።
 6 ጥሪየም : መሸሽን : እንጅ : ሌላ : አልጨመረላቸውም ።
 7 እኔም : ለነርሱ : ትምር : ዘንድ : (ወደ : እምነት) : በጠራኋቸው : ቁጥር : ጣቶቻቸውን : በጀርዎቻቸው : ውስጥ : አደረጉ ፤ ልብሰቻቸውንም : ተከናኑቡ ፤ (በመጥፎ : ሥራቸው : ላይ) : ዘወተሩም ። (ያለ : ልክ) : መኩራትንም : ኮሩ ።
 8 ከዚያም : እኔ : በጨሽት : ጠራኋቸው ።

9 ከዚያም : እኔ : ለነሱ : ገለጽኩ : ለነሱም : መመስጠርን : መሰጠርኩ : (1)
 10 አልኳቸውም :— ጌታችሁን : ምሕረትን : ለምኑት ፤ እርሱ : በጣም : መሐሪ : ነውና ።
 11 በኖንተ : ላይ : ዝናምን : ተከታታይ : አድርጉ : ይልካል ።
 12 በገንዘቦችና : በልጆችም : ይለግሰላችኋል ፤ ለኖንተም : አትክልቶችን : ያደርግላችኋል ። ለኖንተም : ወንዞችን : ያደርግላችኋል ።
 13 ለአላህ : ልቅናን : የማትኹት : ለኖንተ : ምን : አላችሁ ።
 14 በልዩ : ልዩ : ሹኔታዎች : በእርግጥ : የፈጠራችሁ : ሲኾን ።
 15 አላህ : ሰባትን : ሰማያት : አንዱ : ካንዱ : በላይ : ሲኾን : እንዴት : እንደ : ፈጠረ : አታዩምን ?
 16 በውስጣቸውም : ጨረቃን : አብሪ : አደረገ ፤ ፀሐይንም : ብርሃን : አደረገ ።
 17 አላህም : ከምድር : ማብቀልን : አበቀላችሁ ።
 18 ከዚያም : በውስጡ : ይመልሳችኋል ። ማውጣትንም : ያወጣችኋል ።
 19 አላህም : ምድርን : ለኖንተ : ምንጣፍ : አደረጋት ።
 1 በግልጽም : በምስጢርም : ወደ : እምነት : ጠራኋቸው ።

20 ከርሷ : ሰፋፊዎችን : መንገዶች : ትገቡ : ዘንድ ።
 21 ኑሕ : አለ :— ጌታዬ : ሆይ ! እነሱ : አምመጡብኝ ፤ ገንዘቡና : ልጁም : ከጥፋት : በስተቀር : ያልጨመረለትን : ሰው : ተከተሉ ።
 22 ታላቅንም : ተንኮል : የመከሩትን : ሰዎች : (ተከተሉ) ።
 23 አሉም :— አምላኮቻችሁን : አትተዉ ፤ ወድንም : ሱዋዕንም : የጉሥንም : የዑቅንም : ነስርንም አትተዉ ። (1)
 24 በእርግጥም : ብዙዎችን : አሳሳቱ ፤ ከሐዲዎችንም : ጥመትን : እንጅ : ሌላን : አትጨምርላቸው : (አለ) ።
 1 እነዚህ : የአማልክቶቻቸው : ስጦታ : ናቸው ።

25 በጎጠአቶቻቸው : ምክንያት : ተሰጠሙ ፤ እሳትንም : እንዲገቡ : ተደረጉ ፤ ለነሱም : ከአላህ : ሌላ : የኾኑ : ረዳቶችን : አላገኙም ።
 26 ኑሕም : አለ :— ጌታዬ : ሆይ ! ከከሐዲዎቼ : በምድር : ላይ : አንድንም : አትተው ።
 27 አንተ : ብትተዋቸው : ባሮችህን : ያሳስታሉና ፤ ጎጠአተኛ : ከሐዲንም : እንጅ : ሌላን : አይወልዱም ።
 28 ጌታዬ : ሆይ ! ለኔም : ለወላጆቼም : ምእምን : ኾኖ : በቤቴ : ለገባም : ሰው : ሁሉ : ለምእምናንና : ለምእምናትም : ምሕረት : አድርግ ፤ ከሐዲዎችንም : ከጥፋት : በቀር : አትጨምርላቸው ፤ (አለ) ።



በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም :
 ርኅሩኅ : በጣም : አዛኝ : በሆነው ።
 1 (ሙሐመድ : ሆይ !) በል :— እነሆ : ከጂን : የኾኑ : ጭፍሮች : (ቁርአንን) : አዳመጡ ፤ እኛ : አስደናቂ : የኾንን : ቁርአን : ሰማንም : አሉ : ማለት : ወደኔ : ተወረደ ።
 2 ወደ : ቀጥታ : መንገድ : የሚመራን : (ቁርአን : ሰማን) ፤ በር

ሱም : አመንን ፤ በጌታችንም : አንድንም : አናጋራም ።
 3 እነሆም : የጌታችን : ክብር : ላቀ ፤ ሚስትንም : ልጅንም : አልያዘም ።
 4 እነሆም : ቂላችን : በአላህ : ላይ : ወሰን : ያለፈን : (ውሸት) : ይናገር : ነበር ።
 5 እኛም : ሰዎችና : ጋኔኖች : በአላህ : ላይ : ውሸትን : (ቃል) : አይናገሩም : ማለትን : ጠረጠርን ።

6 እነሆም : ከሰዎች : የኾኑ : ወንዶች : በጋኔን : ወንዶች : ይጠበቁ : ነበሩ ፤ ኩራትንም : ጨመሩዋቸው ።

7 እነሱም : አላህ : አንድንም : አይቀሰቅስም : ማለትን : እንደ : ጠረጠራችሁ : ጠረጠሩ ።

8 እኛም : ሰማይን : (ለመድረስ) : ፈለግን ፤ ብርቱ : ጠባቂዎችንና : ችግሮችንም : ተሞልታ : አገኘናት ።

9 እኛም : ከርሷ : (ወራን) : ለማዳመጥ : በመቀመጫዎች : እንቀመጥ : ነበርን ፤ አሁን : ግን : የሚያዳምጥ : ሰው : ለርሱ : ተጠባባቂ : ችግርን : ያገኛል ።

10 እኛም : በምድር : ውስጥ : ባልሉ : ሰዎች : ክፉ : ተሸቷል ? ወይስ : በነሱ : ጌታቸው : ደግን : ነገር : ሸቷል ? ማለትን : አናውቅም ።

11 እኛም : ከኛ : ውስጥ : ደጎች : አልሉ : ከኛም : ከዚህ : ሌላ : የኾኑ : አልሉ ፤ የተለያዩ : መንገዶች : (ባለ : ቤቶች) : ነበርን ።

12 እኛም : አላህን : በምድር : ውስጥ : ፈጽሞ : የማናቅተው : ሸሽተንም : ፈጽሞ : የማናመልጠው : መኾናችንን : አረጋገጥን ።

13 እኛም : መሪውን : በሰማን : ጊዜ : በርሱ : አመንን ። በጌታውም : የሚያምን : ሰው : መግቡደልንም : መጭጨመርንም : አይፈራም ።

14 እኛም : ከኛ : ውስጥ : መሰሊሞች : አልሉ ፤ ከኛም : ውስጥ : በዳዮች : አልሉ ፤ የሰለሙም : ሰዎች : እነዚያ : ቅንን : መንገድ : መረጡ ።

15 በዳዮቹማ : ለገሀነም : ማገዶ : ኾኑ ።

16 እነሆም : በመንገዲቱ : ላይ : ቀጥ : ባሉ : ኖሮ : ብዙ : ዝናምን : ባጠጣናቸው : ነበር : (ማለትም : ተወረደልኝ) ።

17 በርሱ : ልንሞክራቸው : (ባጠጣናቸው : ነበር) ፤ ከጌታውም : ማስታወሻ : የሚያፈገፍግ : ሰው : አስቸጋሪን : ቅጣት : ያገባዋል ።

18 እነሆ : መስጊዶችም : የአላህ : ብቻ : ናቸው : (በውስጣቸው) : ከአላህ : ጋር : አንድንም : አትገዙ : (ማለትም) ።

19 እነሆም : የአላህ : ባሪያ : (ሙሐመድ : አላህን) : የሚጠራው : ኾኖ : በተነሳ : ጊዜ : (ጋኔኖች) : በርሱ : ላይ : ድርብርቦች : ሲኾኑ : ቀረቡ : (ማለትም) ።

20 እኔ : የምግገዛው : ጌታዬን : ብቻ : ነው ፤ በርሱም : አንድንም : አላጋራም : በል ።

21 እኔ : ለናንተ : ጉዳትንም : ቀጥታንም : አልችልም : በላቸው ።

22 እኔ : ከአላህ : (ቅጣት) : አንድም : አያድነኝም ፤ ከርሱም : ሌላ : መጠጊያን : አላገኝም : በላቸው ።

23 ከአላህ : የኾነ : ማድረስን : መልክቶቼንም : በስተቀር : (አልችልም) ፤ አላህንና : መልክተኛውንም : የሚያምጥ : ሰው : ለርሱ : የገሀነም : እሳት : አልለኩ ፤ በውስጤ : ዘላለም : ዘውታሪዎች : ሲኾኑ ።

24 የሚሰፈራራበትንም : ባዩ : ጊዜ : ረዳቱ : ደካማ : ቀጥሩም : እነስተኛ : የኾነው : ማን : እንደ : ኾነ : በእርግጥ : ያውቃሉ ።


25 የምትሰፈራራበት : ነገር : ቅርብ : ወይም : ጌታዬ : ለርሱ : የተወሰነ : ጊዜን : የሚያደርግለት : (ሩቅ) : መኾኑን : አላውቅም : በላቸው ።

26 (እርሱ) : ሩቁን : ምስጢር : ዐዋቂ : ነው : በምስጢሩም : ላይ : አንድንም : አያላውቅም ።

27 ከመልክተኛ : ለወደደው : ቢኾን እንጅ : (ለሌላ : አይገልጽም) ፤

እርሱም : ከስተፊቱም : ከስተኋላውም : ጠባቂዎችን : ያደርግለታል ።

28 እነሱ : ዘንድ : ባለው : ነገር : ዕውቀቱ : የከበበና : ነገሩንም : ሁሉ : በቀጥር : ያጠቃለለ : ሲኾን : የጌታቸውን : መልክቶች : ያደረሱ : መኾናቸውን : ያውቅ : ዘንድ : (ጠባቂ : ያደርጋል) ።



በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም : ርገሩላ : በጣም : አዛኝ : በሆነው ።

1 አንተ : ተከናወነው : ሆይ ።

2 ሌሊቱን : ሁሉ : ጥቂት : ሲቀር : ቁም ፤ (ስገድ)።

3 ግማሹን : (ቁም) ፤ ወይም : ከርሱ ጥቂትን : ቀንስ ።

4 ወይም : በርሱ : ላይ : ጨምር ፤ ቁርአንንም : በዝግታ : ማንበብን : አንብብ ።

5 እኛ : ባንተ : ላይ : ከባድ : ቃልን እንጥላለንና ።

6 የሌሊት : መነሳት : እርሷ : (ሕዋሳትንና ፡ ልብን) : ለማስማማት : በጣም : ብርቱ : ናት ፤ ለማንበብም : ትክክለኛ : ናት ።

7 ላንተ : በቀን : ውስጥ : ረገርም : መዘዋወር : አልለህ ።

8 የጌታህንም : ስም : አውሳ ፤ ወደርሱም : (መግዛት) : መቋረጥን : ተቋረጥ ። (1)

9 (እርሱም) : የምሥራቅና : የምዕራብ : ጌታ : ነው ፤ ከርሱ : ሌላ : አምላክ : የለም ፤ መጠጊያ : አድርገህም : ያዘው ።

10 (ከሐዲዎች) : በሚሉትም : ላይ : ታገሥ ፤ መልካምንም : መተው : ተዋቸው ።

11 የድሎት : ባለቤቶችም : ከኾኑት : አስተባባዮች : ጋር : ተዎኝ ፤ ጥቂትንም : ጊዜ : አቆያቸው ።

12 እኛ : ዘንድ : ከባድ : ማሠሪያዎች : እሳትም : አልለና ።

13 የሚያንቅ : ምግብም ፤ አሳማሚ : ቅጣትም : (አልለ) ።

14 ምድርና : ጋራዎች : በሚርገፈ

1 ለጌታህ : ፍጹም : አገልጋይ : ኾን ።

ገፋብት ፡ ጋራዎችም ፡ ፈላሽ ፡
 የአሸዋ ፡ ክምር ፡ በሚኾኑበት ፡
 ቀን ።
 15 እኛ ፡ በናንተ ፡ ላይ ፡ መስካሪ ፡
 መልክተኛን ፡ ወደናንተ ፡ ላክን፤
 ወደ ፡ ፈርዖን ፡ መልክተኛን ፡
 እንደላክን ።
 16 ፈርዖንም ፡ መልክተኛውን ፡ አ
 መጠ ፤ ብርቱ ፡ መያዝንም ፡ ያዝ
 ነው ።
 17 ብትክዱ ፡ ልጆችን ፡ ሸበቶዎች ፡
 የሚያደርገውን ፡ ቀን ፡ (ቅጣት) ፡
 እንዴት ፡ ትጠበቃላችሁ ፡
 18 ሰማዩ ፡ በርሱ ፡ (በዚያ ፡ ቀን) ፡
 ተሰንጣቂ ፡ ነው ። ቀጠሮው ፡
 ተፈጻሚ ፡ ነው ።
 19 ይህኛ ፡ መገሠሚ ፡ ናት ፤ (መዳ
 ንን) ፡ የሻም ፡ ሰው ፡ ወደ ፡ ጌታው ፡
 መንገድን ፡ ይይዛል ።
 20 አንተ ፡ ከሌሊቱ ፡ ሁለት ፡ እጅ ፡
 ያነሰን ፡ ግግሮንም ፡ ሢሰውንም ፡
 የምትቆም ፡ መኾንህን ፡ ጌታህ ፡
 በእርግጥ ፡ ያውቃል ። ከነዚያም ፡
 አብረውህ ፡ ካሉት ፡ ከፊሎች ፡

(የሚቆሙ ፡ መኾናቸውን ፡ ያው
 ቃል) ፤ አላህም ፡ ሌሊትንና ፡
 ቀንን ፡ ይለክካል ፡ (ሌሊቱን) ፡
 የማታዳርሱት ፡ መኾናችሁን ፡
 ዐወቀ ፤ በናንተ ፡ ላይም ፡ (ወደ ፡
 ግቃለል) ፡ ተመለሰላችሁ ፤ ስለ
 ዚህ ፡ ከቁርአን ፡ (በስግደት) ፡ የተ
 ቻላችሁን ፡ አንብቡ ፤ ከናንተ ፡
 ውስጥ ፡ በሺተኞች ፡ ሌሎችም ፡
 ከአላህ ፡ ችሮታ ፡ ለመፈለግ ፡
 በምድር ፡ ላይ ፡ የሚጓዙ ፡ ሌሎ
 ችም ፡ በአላህ ፡ መንገድ ፡ (ሃይ
 ማኖት) ፡ የሚጋደሉ ፡ እንደሚ
 ኖሩ ፡ ዐወቀ ፤ (አቃለላላቸውም)።
 ከርሱም ፡ የተቻላችሁን ፡ አንብቡ
 ሰላትንም ፡ ሰገዱ ፤ ዘካንም ፡
 ስጡ ፤ ለአላህም ፡ መልካም ፡
 ብድርን ፡ አበድሩ ፤ ከመልካም ፡
 ሥራም ፡ ለነፍሶቻችሁ ፡ የም
 ታስቀድሙትን ፡ ሁሉ ፡ እርሱ ፡
 የተሻለና ፡ በምንዳም ፡ ታላቅ ፡
 ሽኖ ፡ አላህ ፡ ዘንድ ፡ ታገኙታ
 ላችሁ ፤ አላህንም ፡ ምሕረትን ፡
 ለምኑት ፤ አላህ ፡ በጣም ፡ መሐሪ ፡
 አዛኝ ፡ ነውና ።

74ኛ ፡ ሱረቱ ፡ አል-ሙደሚር ፤ (የልብስ ፡ ደራቢው ፡ ምዕራፍ) ።
 በመካ ፡ የወረደች ፡ ናት ፤ አያትዋ ፡ (አንቀጾችዋ) ፡ 56 ፡ ናቸው ።

በአላህ ፡ ስም ፡ እጅግ ፡ በጣም ፡ 2
 ርኅሩኅ ፡ በጣም ፡ አዛኝ ፡ በሆ 3
 ነው ። 4
 1 አንተ ፡ (ልብስህን) ፡ ደራቢው ፡ 5
 ሆይ ! 6

ተነሳ ፡ አስጠንቅቅም ።
 ጌታህንም ፡ አክብር ።
 ልብስህንም ፡ አጥራ ።
 ጣዖትንም ፡ ራቅ ።
 ማብዛትንም ፡ የምትፈልግ ፡ ሽንህ ፤


(በረከትን) ፡ እትለግስ ። (1)
 7 ለጌታህም ፡ (ትእዛዝ) ፡ ታገሥ ።
 8 በቀንዱም ፡ በተነፋ ፡ ጊዜ ፡ (ነገሩ
 ይበረታል) ።
 9 ይህም ፡ (ጊዜ) ፡ ያ ፡ ቀን ፡ አስቸ
 ጋሪ ፡ ቀን ፡ ነው ።
 10 በከሐዲዎች ፡ ላይ ፡ ገር ፡ ያል
 ሽነ ፡ ነው ።
 11 አንድ ፡ ሽኖ ፡ ከፈጠርኩት ፡ ሰው ፡
 ጋር ፡ ተዎኝ ፡ (እኔ ፡ እበቃሃለሁ)።
 12 ለርሱም ፡ የተዘረጋን ፡ ገንዘብ ፡
 (በያይነቱ) ፡ ያደረግሁለት ።
 13 (በያደባባዩ) ፡ ተገኝዎች ፡ የሾኑ ፡
 ወንዶች ፡ ልጆችንም ።
 14 ለርሱም ፡ (ኑርውን) ፡ መዘርጋ
 ትን ፡ የዘረጋሁለት ፡ (ከሾነ ፡
 ሰው ፡ ጋር ፡ ተዎኝ) ።
 15 ከዚያም ፡ ልጩምርለት ፡ ይከጅ
 ላል ።
 16 ይከልከል ፤ እርሱ ፡ ለአንቀጾቻ
 ችን ፡ በእርግጥ ፡ ተቃዋሚ ፡
 ነበር ።
 17 በእርግጥ ፡ ችግርን ፡ አስገድደ
 ዋለሁ ።
 18 እርሱ ፡ (በቁርአን ፡ ነገር) ፡ ሐሰበ፤
 ገመተም ።
 19 ተረገመም ፤ እንዴት ፡ ገመተ !
 20 ከዚያም ፡ (ከሞት ፡ በኋላ) ፡ ተረ
 ገመ ። እንዴት ፡ ገመተ !
 21 ከዚያም ፡ እንደ ፡ ገና ፡ (በቁርአኑ ፡
 ነገር) ፡ ተመለከተ ።
 22 ከዚያም ፡ ፊቱን ፡ አጨፈገገ ፤
 አኮማተረም ።
 23 ከዚያም ፡ (ከማመን) ፡ ዞረ ፤ ኮ
 ራም ።

24 አለም ፡—ይህ ፡ (ከሌላ) ፡ የሚ
 ቀዳ ፡ ድግምት ፡ እንጅ ፡ ሌላ ፡
 አይደለም ።
 25 ይህ ፡ የሰው ፡ ቃል ፡ እንጅ ፡ ሌላ ፡
 አይደለም ።
 26 በሰቀር ፡ ውስጥ ፡ በእርግጥ ፡
 አገባዋለሁ ።
 27 ሰቀር ፡ ምን ፡ እንደሾነች ፡ ምን
 አሳወቀህ ?
 28 (ያገኘችውን ፡ ሁሉ) ፡ አታስቀርም ፡
 አትተውምም ።
 29 ቆዳን ፡ በጣም ፡ አክሳይ ፡ ናት ።
 30 በርሷም ፡ ላይ ፡ አሥራ ፡ ዘጠኝ ፡
 (ዘበኞች) ፡ አሉባት ።
 31 የአሳትንም ፡ ዘበኞች ፡ መላእክት ፡
 እንጅ ፡ ሌላ ፡ አላደረገንም ።
 ቀጥራቸውንም ፡ ለነዚያ ፡ ለካ
 ዱት ፡ መፈተኛ ፡ እንጅ ፡ አላደረ
 ገንም ፤ እነዚያ ፡ መጽሐፍን ፡ የተ
 ሰጡት ፡ እንዲያረጋግጡ ፡ እነ
 ዚያም ፡ ያመኑት ፡ እምነትን ፡ እ
 ንዲጩም ፡ እነዚያም ፡ መጽሐ
 ፍን ፡ የተሰጡትና ፡ ምእምናኖቹ ፡
 እንዳይጠራጠሩ ፡ እነዚያም ፡
 በልቦቻቸው ፡ ውስጥ ፡ በሽታ ፡
 ያለባቸው ፡ (መናፍቃን) ፡ ከሐዲ
 ዎችም ፡ አላህ ፡ በዚህ ፡ (ቀጥር) ፡
 ምን ፡ ምሳሌ ፡ ሽቷል ? እንዲሉ ፡
 (እንጅ ፡ አላደረገንም) ። እንደ
 ዚሁ ፡ አላህ ፡ የሚሻውን ፡ ያጠ
 ማል ፤ የሚሻውንም ፡ ያቀናል ፤
 የጌታህንም ፡ ሰራዊት ፡ (ልክ) ፡
 ከርሱ ፡ በቀር ፡ ማንም ፡ አያው
 ቅም ፤ እርሷም ፡ (የሰቀር ፡ አሳት) ፡
 ለሰዎች ፡ መገሠሚ ፡ እንጅ ፡ ሌላ ፡
 አይደለችም ።
 32 (ከክሕደት) ፡ ይከልከሉ ፤ በጨ
 ረቃ ፡ እምላለሁ ።

1 ተቺት ፡ ስጥተህ ፡ ብዙ ፡ እንዲሰጡህ ፡
 አታድርግ ።

33 በሌሊቱም ፡ በኼደ ፡ ጊዜ ።
 34 በንጋቱም ፡ በበራ ፡ ጊዜ ።
 35 እርሷ ፡ (ሰቀር) ፡ ከታላላቆቹ ፡
 (አደጋዎች) ፡ አንዷ ፡ ናት ።
 36 ለሰዎች ፡ አስፈራሪ ፡ ስትኾን ።
 37 ከናንተ ፡ (ወደ ፡ በጎ ፡ ነገር) ፡
 መቅደምን ፡ ወይም ፡ ወደ ፡ ጎሳ ፡
 መቅረትን ፡ ለሻ ፡ ሰው ፡ (አስፈራሪ ፡
 ስትኾን) ።
 38 ነፍስ ፡ ሁሉ ፡ በሠራቸው ፡ ሥራ ፡
 ተያዥ ፡ ናት ።
 39 የቀኝ ፡ ባለቤቶች ፡ ብቻ ፡ ሲቀሩ።
 40 (እነርሱስ) ፡ በጎነቶች ፡ ውስጥ ፡
 ይጠያየቃሉ ፤
 41 ከአመጣኞቹ ፡ ኹነታ ።
 42 (ይሏቸዋልም) ፡— በሰቀር ፡ ውስጥ ፡
 ምን ፡ አገባችሁ ?
 43 (እነርሱም) ፡ ይላሉ ፡— ከሰጋጆቹ ፡
 አልነበርንም ።
 44 ለደኾችም ፡ የምናበላ ፡ አልነበርንም ።
 45 ከዘባራቂዎቹም ፡ ጋር ፡ እንዘባርቅ ፡
 ነበርን ።
 46 በፍርዱ ፡ ቀንም ፡ እናስተባብል ፡
 ነበርን ፤

47 እርግጠኛው ፡ (ምት) ፡ እስከ መጣን ፡
 ድረስ ።
 48 የአማላጆችም ፡ ምልጃ ፡ አትጠቅማቸውም ።
 49 ከግሣዴም ፡ (ከቁርአን) ፡ የሚያፈገፍጉት ፡
 ለነርሱ ፡ ምን ፡ አላቸው ?
 50 እነሱ ፡ ልክ ፡ ደንባሪዎች ፡ የሚዳ፡
 አህዮች ፡ ይመስላሉ ።
 51 ከዐንበሳ ፡ የሸኹ ።
 52 ይልቁንም ፡ ከነርሱ ፡ እያንዳንዱ ፡
 ሰው ፡ ሁሉ ፡ የተዘረጉ ፡ ጽሑፎችን ፡
 እንዲሰጡ ፡ ይፈልጋል ።
 53 ይከልከሉ ፤ ይልቁንም ፡ የመጨረሻይቱን ፡
 ዓለም ፡ (ቅጣት) ፡ አይፈሩም ።
 54 ይከልከሉ ፤ እርሱ ፡ (ቁርአን) ፡ መገሠጫ ፡
 ነው ።
 55 ስለዚህ ፡ የሻ ፡ ሰው ፡ ይገሠጽበታል ።
 56 አላህም ፡ ካልሻ ፡ በስተቀር ፡ አይገሠጹም ፤
 እርሱ ፡ (አላህ) ፡ የመፈራት ፡ ባለቤት ፡
 የምሕረረትም ፡ ባለቤት ፡ ነው ።



በአላህ ፡ ስም ፡ እጅግ ፡ በጣም ፡
 ርኅሩኅ ፡ በጣም ፡ አዛኝ ፡ በሆነው ።
 1 (ነገሩ ፡ ከሐዲዎች ፡ እንደሚሉት) ፡
 አይደለም ፤ በትንሣኤ ፡ ቀን ፡ እምላለሁ ።
 2 (ራሷን) ፡ ወቃሽ ፡ በኾነች ፡ ነፍሱም ፡
 እምላለሁ ፤ (በእርግጥ ፡ ትቀሰቀሳላችሁ) ።
 3 ሰው ፡ አጥንቶቹን ፡ አለመሰብሰብ ባችንን ፡
 ያስባልን ?
 4 አይደለም ፡ ጣቶቹን ፡ (ፊት ፡ እንደ ፡
 ነበሩ) ፡ በማስተካከል ፡ ላይ ፡ ቻዮች ፡
 ስንኾን ፡ (እንሰበስባቸዋለን) ።
 5 ይልቁንም ፡ ሰው ፡ በፊቱ ፡ ባለው ነገር ፡
 (በትንሣኤ) ፡ ሲያስተባብል ፡ ይፈልጋል ።
 6 የትንሣኤው ፡ ቀን ፡ መቼ ፡ ነው ? ሲል ፡
 ይጠይቃል ።
 7 ዓይንም ፡ በዋለለ ፡ ጊዜ ፤
 8 ጨረቃም ፡ በጨለመ ፡ ጊዜ ፤
 9 ፀሐይና ፡ ጨረቃም ፡ በተሰበሰቡ ፡ ጊዜ ፤
 10 ሰው ፡ በዚያ ፡ ቀን ፡ መሸሻው ፡ የት ፡
 ነው ? ይላል ።
 11 ይከልከል ፤ ምንም ፡ መጠጊያ ፡ የለም ።
 12 በዚያ ፡ ቀን ፡ መርጊያው ፡ ወደ ፡ ጌታህ ፡
 ብቻ ፡ ነው ።
 13 ሰው ፡ በዚያ ፡ ቀን ፡ ባስቀደመውና ፡ ባስቆየው ፡
 ሁሉ ፡ ይነገራል ።

14 በእርግጥም ፡ ሰው ፡ በነፍሱ ፡ ላይ ፡
 አስረጅ ፡ ነው ። (አካሎቹ ፡ ይመሰክሩበታል) ።
 15 ምክንያቶቹን ፡ ሁሉ ፡ ቢያመጣም ፡
 እንኳ ፡ (አይሰማም) ።
 16 በርሱ ፡ (በቁርአን ፡ ንባብ) ፡ ልትቸኩል ፡
 ምላስህን ፡ በርሱ ፡ አታላውስ ።
 17 (በልብህ ፡ ውስጥ) ፡ መሰብሰቡና ፡ ማንበቡ ፡
 (1) በኛ ፡ ላይ ፡ ነውና።
 18 ባነበብነውም ፡ ጊዜ ፡ (ካለቀ ፡ በጎሳ) ፡
 ንባቡን ፡ ተከተል ።
 19 ከዚያም ፡ ማብራራቱ ፡ በኛ ፡ ላይ ፡ ነው ።
 20 (ከመጣደፍ) ፡ ተከልከል ፤ ይልቁንም ፡
 (ሰዎች) ፡ ፈጣሪቱን ፡ (ዓለም) ፡ ትወዳላችሁ ።
 21 መጨረሻይቱንም ፡ (ዓለም) ፡ ትተዋላችሁ ።
 (አትዘጋጁላትም)።
 22 ፊቶች ፡ በዚያ ፡ ቀን ፡ አብሪዎች ፡ ናቸው ።
 23 ወደ ፡ ጌታቸው ፡ ተመልካቸች ፡ ናቸው ።
 24 ፊቶችም ፡ በዚያ ፡ ቀን ፡ ጨፍጋጊዎች ፡
 ናቸው ።
 25 በርሳቸውም ፡ ዐደጋ ፡ እንደሚሠራባቸው ፡
 ያረጋግጣሉ ።
 26 ንቁ ፡ (ነፍስ) ፡ ብሪዎችን ፡ (2) በደረሰች ፡
 ጊዜ ፤
 1 ለማንበብ ፡ እንድትችሉ ፡ ግድረግ ።
 2 የአንገት ፡ አጥንቶችን ።

- 27 አሻራው : ማነው ? በተባለም : ጊዜ ፤
- 28 (ሕመምተኛው) : እርሱ : (የሠፈረበት : ነገር : ከዚህ : ዓለም) : መለየት : መኾኑን : ባረጋገጠም : ጊዜ ፤
- 29 ባትም : በባት : በተጣበቀች : ጊዜ ፤
- 30 በዚያ : ቀን : መነዳቱ : ወደ : ጌታህ : (ፍርድ) : ነው ።
- 31 አላመነምም : አልሰገደምም ።
- 32 ግን : አስተባበለ ፤ (ከእምነት) : ዞረም ።
- 33 ከዚያም : እየተንጉባለለ : ወደ : ቤተሰቡ : ሼደ ።
- 34 የምትጠላውን : ነገር : (አላህ) :

ያስከትልህ ፤ ለአንተ : ተገቢህም : ነው ።

35 ከዚያም : ጥፋት : ይጠጋህ : ለአንተ : የተገባህም : ነው ።

36 ሰው : ስድ : ሽኖ : መትተውን : ይጠረጥራልን ?

37 የሚፈሰስ : ከሽነ : የፍትወት : ጠብታ : አልነበረምን ?

38 ከዚያም : የረጋ : ደም : ሽነ ፤ (አላህ : ሰው : አድርጎ) : ፈጠረውም ፤ አስተካከለውም ።

39 ከርሱም : ሁለት : ዓይነቶችን : ወንድና : ሴትን : አደረገ ።

40 ይህ : (ጌታ) : ሙታንን : ሕያው : በማድረግ : ላይ : ቻይ : አይደለምን ?

76ኛ : ሱረቱ : አል-ደሀር ፤ (የዘመናት : ምዕራፍ) ። አብዛኞቹ : እንደሚሉት : መዲናዊ : ናት ፤ አያትዋ : (አንቀጾችዋ) : 31 : ናቸው ።

- በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም : ርገናሳ : በጣም : አዛኝ : በሆነው ።
- 1 በሰው : ላይ : የሚታወስ : ነገር : ሳይኾን : ከዘመናት : የተወሰነ : ጊዜ : በእርግጥ : አልፎበታል ።
- 2 እኛ : ሰውን : (በሕግ : ግዳጅ) : የምንሞክረው : ስንኾን : ቅልቅሎች : ከሽኑ : የፍትወት : ጠብታ ፈጠርነው ፤ ሰሚ : ተመልካችም : አደረግነው ።
- 3 እኛ : ወይ : አመስጋኝ : ወይም :

ከሐዲ : ሲኾን : መንገዱን : መራነው ፤ (ገለጽንለት) ።

4 እኛ : ለከሐዲዎች : ሰንሰለቶችንና : እንዛዝላዎችን : እሳትንም : አዘጋጅተናል ።


5 በኃ : አድራጊዎች : መበረጠዎ : ካፋር : ከሽነች : ጠጅ : ይጠጣሉ ።

6 ከርሷ : የአላህ : ባሮች : የሚጠጡላት : (ወደፈለጉበት) : ማን ያደረገችን : የሚያንዳደረገች : ከሽነች : ምንጭ : (ይጠጣሉ) ።

- 7 (ዛሬ) : በስለታቸው : ይሞላሉ ፤ መከራው : ተሰራጫ : የኾነንም : ቀን : ይፈራሉ ።
- 8 ምግብንም : ከመውደዳቸው : ጋር : ለድኻ ፤ ለየቲምም : ለምርኮኛም : ለእስረኛም : ያበላሉ ።
- 9 የምናበላችሁ : ለአላህ : ውዴታ : ብቻ : ነው ፤ ከናንተ : ዋጋንም : ማመስገንንም : አንፈልግም ።
- 10 እኛ : (ፈትን) : የሚያጨፈግግን : ብርቱን : ቀን : ከጌታችን : እንፈራለንና ፤ (ይላሉ) ።
- 11 አላህም : የዚያን : ቀን : ከፋት : ጠበቃቸው ፤ (ፈታቸው) : ማማርንና : መደሰትንም : ገጠማቸው ።
- 12 በመታገዛቸውም : ገነትንና : የሐር : ልብስን : መነዳቸው ።
- 13 በውስጡ : በባለ : አጎብር : አልጋዎች : ላይ : ተደጋፊዎች : በውስጡ : ፀሐይንም : ጨረቃንም : የማያዩ : ሲኾኑ ።
- 14 ዛሬችዎም : በነሱ : ላይ : የቀረበች : ፍሬዎችዎም : (ለለቃሚዎች) : መገራትን : የተገራች : ስትኾን : (ገነትን : መነዳቸው) ።
- 15 በነሱም : ላይ : ከብር : በሽኑ : ዕቃዎች : (ሰሐኖች) : የብርጭቆዎች : በሽኑ : ኩባያዎችም : ይዝዘርባቸዋል ።
- 16 መለካትን : የለኳቸው : በሽኑ : የብር : ብርጭቆዎች : (ይዝዘርባቸዋል) ።
- 17 በርሷም : መበረጠዎ : ዘንጀቢል : የሽነችን : ጠጅ : ይጠጣሉ ።
- 18 በውስጡ : ያለችውን : ስልሰቢል ተብላ : የምትጠራውን : ምንጭ ።
- 19 በነሱም : ላይ : (ባሉበት : ሹነታ) : የሚዘወትሩ : ወጣት : ልጆች : ይዘዋወራሉ ፤ ባየሃቸው : ጊዜ : የተበተነ : ሉል : ናቸው : ብለህ : ታስባቸዋለህ ።
- 20 እዚያም : በተመለከትክ : ጊዜ : ጸጋንና : ታላቅ : ንግሥናን : ታያለህ ።
- 21 አረንጓዴዎች : የሽኑ : የቀጭን : ሐር : ልብሶችና : ወፍራም : ሐርም : በላያቸው : ላይ : አልለኩክብር : የሽኑ : እንበሮችንም : ይሸለማሉ ፤ ጌታቸውም : አጥሪ : የሽነን : መጠጥ : ያጠጣቸዋል ።
- 22 ይህ : በእርግጥ : ለናንተ : ዋጋ : ሽነ ፤ ሥራችሁም : ምስጉን : ሽነ ፤ (ይባላሉ) ።
- 23 እኛ : ቁርአንን : ባንተ : ላይ : ማውረድን : እኛው : አወረድነው ።
- 24 ለጌታህ : ፍርድም : ታገሥ ፤ ከነሱም : ገጠአተኛን : ወይም : ከሐዲን : አትታዘዝ ።
- 25 የጌታህንም : ስም : በጣትና : ከቀትር : በላይ : አውሳ ።
- 26 ከሌሊቱም : ለርሱ : ስገድ ፤ በረዢም : ሌሊትም : አወድሰው ።
- 27 እነዚህ : ፈጣኒቱን : ዓለም : ይወዳሉ ፤ ከባድን : ቀንም : በስተፊታቸው : ሽኖ : ይተዋሉ ።
- 28 እኛ : ፈጠርናቸው ፤ መለያልያቸውንም : አጠነከርን ፤ በሻንም : ጊዜ : መሰሉቻቸውን : መለወጥን : እንለውጣለን ።

- 29 ይህኛ : መገሠጫ : ናት ፤ የሻም : በኛ : ነውና ።
- ሰው : ወደ : ጌታው : መንገድን : 31 የሚሻውን : ሰው : በእዝነቱ :
- ይይዛል ። ውስጥ : ያገባዋል ፤ በዳዮቹንም :
- 30 አላህም : ካልሻ : በስተቀር : (ዝቶባቸዋል) ፤ ለነሱ : አላማሚ :
- አትሹም ፤ አላህ : ዐዋቂ : ጥበቅጣትን : አዘጋጅተዋል ።

ምዕራፍ : 77 : አል-ሙርሰላት ። ክፍል : 29 ።



- በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም : 13 ለመለያው : ቀን : (በተባለ :
- ርኅሩህ፣ በጣም : አዛኝ : በሆነው ። ጊዜ ፤ በፍጡርች : መካከል :
- 1 ተከታታይ : ሽነው : በተላኩት ፤ ይፈረዳል) ።
- 2 በጎይል : መንፈስን : ነፋሾች : 14 የመለያውም : ቀን : ምን : እን
- በሽኑትም ፤ ደሽነ : ምን : አሳወቀህ ?
- 3 መበተንን : በታኞች : በሽኑትም፤ 15 ለአስተባባዮች : በዚያ : ቀን :
- (ነፋሶች) ፤ ወዮላቸው ።
- 4 መለየትን : ለይዎች : በሽኑትም ፤ 16 የፊተኞቹን : (ሕዝቦች) : አላጠ
- 5 መገሠጫን : (ወደ : ነቢያት) : ፋንምን ?
- ጣይዎች : በሽኑትም ፤
- 6 ምክንያትን : ለማስወገድ : ወይም 17 ከዚያም : የኋለኞቹን : እናስከ
- ለማስፈራራት : (ጣይዎች : በሽኑት : መላእክት) : እምላለሁ ።
- 7 ያ : የምትሰፈራሩበት : (ትንሣኤ) 18 በአመጠኞች : ሁሉ : እንደዚሁ :
- በእርግጥ : ጳኝ : ነው ። 19 ለአስተባባዮች : በዚያ : ቀን :
- 8 ከዋክብትም : (ብርሃንዋ) : በታ 20 ወዮላቸው ።
- በሰች : ጊዜ ።
- 9 ሰማይም : በተከፈተች : ጊዜ ።
- 10 ጋራዎችም : በተንኮተኩቱ : ጊዜ። 21 በተጠበቀ : መርጊያ : ውስጥም :
- 11 መልክተኞቹም : ወቅት : በተደ (በማሕፀን) : አደረግነው ፤
- ረገላቸው : ጊዜ ። 22 እስከ : ታወቀ : ልክ : ድረስ ።
- 12 ለየትኛው : ቀን : ተቀጠሩ : (የሚ 23 መጣኞች : ነን ።
- ባለ : ሲሾን) ፤

- 24 ለአስተባባዮች : በዚያ : ቀን : ወዮ 37 ለአስተባባዮች : በዚያ : ቀን :
- ላቸው ። ወዮላቸው ።
- 25 ምድርን : ሰብሳቢ : አላደረግና 38 ይህ : መለያው : ቀን : ነው ፤
- ትምን ? እናንተንም : የፊተኞቹንም : ሰበሰብናችሁ ።
- 26 ሕያዎን : ሽናችሁ : ሙታንም : 39 ለናንተም : (ለማምለጥ) : ብል
- ሽናችሁ ። ሃት : እንዳላችሁ : ተተናኮሉኝ ።
- 27 በውስጧም : ከፍተኛዎችን : 40 ለአስተባባዮች : በዚያ : ቀን : ወዮ
- ተራራዎች : አደረግን ፤ ጣፋጭ : ላቸው ።
- ውሃንም : አጠጣናችሁ ።
- 28 ለአስተባባዮች : በዚያ : ቀን : 41 ጥንቁቆቹ : በጥላዎችና : በምን
- ወዮላቸው ። ጮች : ውስጥ : ናቸው ።
- 29 ወደዚያ : በርሱ : ታስተባብሉ : 42 ከሚከጅሉትም : ሁሉ : በፍራ
- ወደ : ነበራችሁት : (ቅጣት) : ፍሬዎች : ውስጥ : ናቸው ።
- አዝግሙ ።
- 30 ባለ : ሦስት : ቅርንጫፎች : ወደ : 43 ትሠሩት : በነበራችሁት : ዋጋ :
- ሽነው : ጥላ : አዝግሙ ፤ (ይባ ለሉ) ። የምትደሰቱ : ሽናችሁ : ብሉ ፤
- ላሉ) ። ጠጡም ፤ (ይባላሉ) ።
- 31 አጠላይ : ያልሾነ : ከእሳቱም : 44 እኛ : እንደዚሁ : መልካም :
- ላንቃ : የማያድን : ወደ : ሽነው : ሠሪዎችን : ሁሉ : እንመነዳለን ።
- (አዝግሙ) ።
- 32 እርሷ : እንደ : ታላላቅ : ሕንጻ : 45 ለአስተባባዮች : በዚያ : ቀን : ወዮ
- የሾኑን : ቃንቁዎች : ትወረው ላቸው ።
- ራላች ።
- 33 (ቃንቁውም) : ልክ : ዳለቻዎች : 46 ብሉ ፤ ጥቂትንም : (ጊዜ) : ተጠ
- ግመሎችን : ይመስላል ። ቀሙ ፤ እናንተ : አመጠኞች :
- 34 ለአስተባባዮች : በዚያ : ቀን : 47 ለአስተባባዮች : በዚያ : ቀን : ወዮ
- ወዮላቸው ። ላቸው ።
- 35 ይህ : የማይናገሩበት : ቀን : ነው። 48 ለነሱ : ስገዳም : በተባሉ : ጊዜ :
- 36 ይቅርታም : ይጠይቁ : ዘንድ ፤ 49 ለአስተባባዮች : በዚያ : ቀን : ወዮ
- ለነርሱ : አይፈቀድላቸውም ። ላቸው ።
- 50 ክርሱም : ሌላ : በየትኛው : ንግ
- ግር : ያምናሉ ?



78ኛ : ሱረቱ : አል-ነበእ ፤ (የዜናው : ምዕራፍ) ። በመካ : የወረደች : ናት ፤ አያትዋ : (አንቀጾችዋ) : 40 : ናቸው ።

በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም :
 ርኅሩኅ : በጣም : አዛኝ : በሆነው ።
 1 ከምን : ነገር : ይጠያየቃሉ ?
 2 ከታላቁ : ዜና : (ከቁርአን : ይጠያየቃሉ) ።
 3 ከዚያ : እነሱ : በርሱ : የተለያዩ በት : ከኾነው ።
 4 ይከልከሉ ፤ ወደፊት : (የሚደርስባቸውን) : በእርግጥ : ያውቃሉ ።
 5 ከዚያም : ይከልከሉ ፤ ወደፊት : ያውቃሉ ።
 6 ምድርን : ምንጣፍ : አላደረግንም ?
 7 ጋራዎችንም : ችካሎች : አላደረግንም ?
 8 ብዙ : ዓይነቶችም : አድርገን : ፈጠርናችሁ ።
 9 እንቅልፋችሁንም : ዕረፍት : አደረግን ።
 10 ሌሊቱንም : ልባስ : አደረግን ።
 11 ቀኑንም : (ለኑር) : መሥሪያ : አደረግን ።
 12 ከበላያችሁም : ሰባትን : ብርቱዎች : (ሰማያት) : ገነባን ።
 13 አንጸባራቂ : ብርሃንንም : አደረግን ።
 14 ከአረገዙት : ደመናዎችም : ተንቧቢ : ውሃን : አወረድን ።

15 በርሱ : አኸልንና : ቅጠላ : ቅጠልን : እናወጣ : ዘንድ : (አወረድን) ።
 16 የተቆላለፉ : አትክልቶችንም ።
 17 የመለያው : ቀን : የተወሰነ : ጊዜ : ነው ።
 18 በቀንዱ : በሚነፋና : የተለያዩ : ጭፍሮች : ኾናችሁ : በምትመጡ : ቀን : ነው ።
 19 ሰማይም : በምትከፈትና : (ባለ) : ደጃሮችም : በምትኾንበት ።
 20 ጋራዎችም : በሚነዱበት : (እንደ) ሲራብዱም : በሚኾኑበት : (ቀን) : ነው ።
 21 ገሀነም : መጠባበቂያ : (ሰፍራ) : ናት ።
 22 ለሕግ : ተላላፊዎች : መመለሻ : ስትኾን ።
 23 በውስጡ : ብዙን : ዘመናት : ነዋሪዎች : ሲኾኑ ፤
 24 በውስጡ : ቅዝቃዜንም : መጠጥንም : አይቀምሱም ።
 25 ግን : ሙቅ : ውሃንና : እኸን : (ይቀምሳሉ) ።
 26 ተሰማሚን : ምንዳ : ይመነዳሉ ። (1)
 27 እነሱ : ምርመራን : የማይፈሩ : ነበሩና ።

1 የሥራቸውን : ዓይነት : ዋጋ : ያገኛሉ ።

28 በአንቀጾቻችንም : ማስተባበልን : ላቸውም : ያለው : ሁሉ : ጌታ : በጣም : አዛኝ : ከኾነው : (ተመነዱ) ፤ ከርሱ : ጋር : መነጋገርን : አይችሉም ።
 29 ነገሩንም : ሁሉ : የተጻፈ : ሲኾን : አጠቃለልነው ።
 30 ቅመሱም ፤ ቅጣትንም : እንጅ : (ሌላን) : አንጨምራችሁም : (ይባላሉ) ።
 31 ለጥንቁቆቹ : መዳኛ : ሰፍራ : አላቸው ።
 32 አትክልቶችና : ወይኖችም ።
 33 እኩያዎች : የኾኑ : ጡተ : ጉቻ ማዎችም ።
 34 የተሞሉ : ብርጭቆዎችም ።
 35 በውስጡ : ትርፍ : ቃልንም : ማስዋሸትንም : አይሰሙም ።
 36 ከጌታህ : የኾነን : ምንዳ : በቂ : ስጦታን : (ተሰጡ) ።
 37 የሰማያትና : የምድር : በመካከላቸውም : ያለው : ሁሉ : ጌታ : በጣም : አዛኝ : ከኾነው : (ተመነዱ) ፤ ከርሱ : ጋር : መነጋገርን : አይችሉም ።
 38 መንፈሱ : (ጁብሪል) : መላእክቶቹም : የተሰለፉ : ኾነው : በሚቆሙ : ቀን : አል-ረሕማን : ለርሱ : የፈቀደለትና : ትክክለኛን : ቃል : ያለ : ሰው : ቢኾን : እንጅ : (መነጋገርን : አይችሉም) ።
 39 ይህ : የተረጋገጠው : ቀን : ነው ። የሻም : ሰው : ወደጌታው : መመለስን : ይይዛል ።
 40 እኛ : ሰው : ሁሉ : እጆቹ : ያስቀደሙትን : በሚያይበትና : ከሐዲውም : ዋ : ምኞቱ : ምንነው : ዐፈር : በኾንኩ : በሚልበት : ቀን : ቅርብ : የኾነን : ቅጣት : አስጠነቀቅናችሁ ።

79ኛ : ሱረቱ : አል-ናዚዓት ፤ (የአውጪዎች : ምዕራፍ ። በመካ : የወረደች : ናት ፤ አያትዋ : (አንቀጾችዋ) : 46 : ናቸው ።

በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም : (በእርግጥ : ትቀሰቀሳላችሁ) ።
 ርኅሩኅ : በጣም : አዛኝ : በሆነው ።
 1 በጋይል : አውጪዎች : በኾኑት ፤
 2 በቀስታ : መምዘዝንም : መዛገቦች : በኾኑት ፤
 3 መዋኘትንም : ዋኚዎች : በኾኑት ፤
 4 መቅደምንም : ቀዳሚዎች : በኾኑት ፤
 5 ነገርንም : አስተናባሪዎች : በኾኑት : (መላእክት) : እምላሊሁ ፤
 6 ተርገፍጋፊይቱ : (ምድር) : በምትርገፈገፍበት : ቀን ፤
 7 ለጣቂይቱ : የምትከተላት : ስትኾን : (ትቀሰቀሳላችሁ) ።
 8 በዚያ : ቀን : ልቦች : ተሸባሪዎች : ናቸው ።
 9 ዓይኖቻቸው : ተዋራጆች : (አቀርቃሪዎች) : ናቸው ።

10 እኛ : ወደ : መጀመሪያይቱ :
ኹነታ : ተመላሾች : ነን? ይላሉ ።

11 የበሰበሱ : አጥንቶች : በኾን :
ጊዜ : (እንቀሰቀሳለን ?)

12 ይህቺ : ያን : ጊዜ : ባለ : ከሳራ :
መመለስ : ናት : ይላሉ ።

13 እርሷም : እንዲት : ጩኸት :
ብቻ : ናት ፤

14 ወዲያውኑም : እነሱ : እንቅልፍ :
በሌለባት : (ምድር) : ላይ : ይኾ
ናሉ ።

15 የሙሳ : ወሬ : መጣልህን ?

16 ጌታው : በተቀደሰው : ሸለቆ :
በጡዋ : በጠራው : ጊዜ ፤

17 ወደ : ፈርዖን : ኸድ : እርሱ :
ወሰን : አልፏልና ።

18 በለውም :- ወደ : መጥራራትህ :
ላንተ : (መንገድ) : አለህን ?

19 ወደ : ጌታህም : ልመራህ : ትፈ
ራውም : ዘንድ ፤ (መንገድ : አለ
ህን ?) አለው ።

20 ታላቂቱንም : ታምር : አሳየው ።

21 አስተባበለም ፤ አመጠም ።

22 ከዚያም : (ለማጥፋት) : የሚተጋ :
ኾኖ : ዞረ ።

23 (ሰራዊቶቹን) : ሰበሰበም ፤ ተጣ
ራም ።

24 አለም :- እኔ : ታላቁ : ጌታችሁ :
(1) ነኝ ።

25 አላህም : በኋለኛይቱና : በፊተ
ኛይቱ : (ቃል) : ቅጣት : ያዘው ።

26 በዚህ : ውስጥ : ለሚፈራ : ሰው :
በእርግጥ : መገምገሚያ : አለበት ።

27 ባፈጣጠር : እናንተ : ይበልጥ :
የበረታችሁ : ናችሁን ? ወይንስ :
ሰማይ ? (አላህ) : ገነባት ።

28 ከፍታዋን : አንገ፤ አስተካከላትም ።

29 ሌሊቷንም : አጨለመ ፤ ቀንዋ
ንም : ገለጸ ።

30 ምድርንም : ከዚህ : በኋላ : ዘረ
ጋት ።

31 ውሃዋንና፡ግጦሷን፡ ከርሷ፡ አወጣ።

32 ጋራዎችንም : እደላደላቸው ።

33 ለናንተና : ለእንስሶቻችሁ : መጣ
ቀሚያ : ይኾን : ዘንድ : (ይህን :
አደረገ) ።

34 ታላቂቱም : መዐት : በመጣች :
ጊዜ ፤

35 ሰው : ሁሉ : የሠራውን : በሚ
ያስታውሰበት : ቀን ፤

36 ገሀነምም : ለሚያይ : ሰው : በተ
ገለጠች : ጊዜ ፤

37 የካደ : ሰውማ ፤

38 ቅርቢቱንም : ሕይወት : የመረጠ፤

39 ገሀነም : እርሷ : በእርግጥ : መኖ
ሪያው : ናት ።

40 በጌታው : ፊት : መቆምን : የፈራ
ሰውማ : ነፍሱንም : ከዝንባሌዋ :
የከለከለ ።

41 ገነት : እርሷ : በእርግጥ : መኖ
ሪያው : ናት ።

42 ከሰዓቲቱ : መቼ : ነው : መኾ
ኛዋ ? ሲሉ : ይጠይቁሃል ።

43 አንተ : እርሷን : ከማስታወስ :
በምን : ውስጥ : ነህ ?

44 (የዕውቀት) : መጨረሻዋ : ወደ :
ጌታህ : ብቻ : ነው ።

45 አንተ : የሚፈራትን : ሰው : አስ
ፈራራ : ብቻ : ነህ ።

46 እነርሱ : በሚያዩዋት : ቀን : ያን
ዲት : ቀን : ምሽትን : ወይም :
ረፋዲን : እንጅ : ያልቆዩ : ይመ
ሰላሉ ።

80ኛ : ሱረቱ : ዐበሰ ፤ (የግጩፍገግ : ምዕራፍ) ። በመካ :
የወረደች : ናት ፤ አያትዋ : (እንቀጾችዋ) : 42 : ናቸው ።

በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም :
ርገሩገ : በጣም : አዛኝ : በሆ
ነው ።

1 ፊቱን : አጨፈገገ ፤ ዞረም ፤

2 ዕውሩ : ስለ : መጣው ።

3 ምን : ያሳውቅሃል ? (ከገጠአቶ
ቺ) : ሊጥራራ : ይከጀላል ።

4 ወይም : ሊገሠጽ : ግሳይይቱም :
ልትጠቅመው : (ይከጀላል) ።

5 የተብቃቃው : ሰውማ ፤

6 አንተ : ለርሱ : (ለእምነቱ : በመ
ጓጓት) : በፈገግታ : ትቀበለዋለህ ፤

7 ባይጥራራ : (ባያምን) : ባንተ :
ላይ : ምንም : የሌለብህ : ስት
ኾን ፤

8 እየገሰገሠ : የመጣህ : ሰውማ ፤

9 እርሱ : (አላህን) : የሚፈራ :
ሲኾን ፤

10 አንተ : ከርሱ : ትዝዘናጋለህ ።

11 ተከልከል ፤ እርሷ : ማስገንዘቢያ :
ናት ።

12 የሻም : ሰው : (ቁርአኑን) : ያስ
ታውሰዋል ።

13 በተከበሩ : ጽሑፎች : ውስጥ :
ነው ፤

14 ከፍ : በተደረገች : ንጹሕ : በተ
ደገረች : (ጽሑፍ : ውስጥ : ነው) ።

15 በጸሐፊዎቹ : (መላእክት) : እ
ጆች : (ንጹሕ : የተደረገች) ።

16 የተከበሩና : ታዛዦች : በኾኑት ፤
(ጸሐፊዎች : እጆች) ።

17 ሰው : ተረገመ ፤ ምን : ከሐዲ :
አደረገው ?

18 (ጌታው) : ከምን : ነገር : ፈጠ
ረው ? (አያስብምን ?)

19 ከፍትወት : ጠብታ : ፈጠረው ፤
መጠነውም ።

20 ከዚያም : (መውጫ) : መንገዱን :
አገራው ።

21 ከዚያም : ገደለው ፤ እንዲቀበ
ርም : አደረገው ፤

22 ከዚያም : (ማንሳቱን) : በሻ :
ጊዜ : ያስነሳዋል ።

23 በውነት : ያንን : (ጌታው) : ያዘ
ዘውን : ገና : አልፈጸመም ።

24 ሰውም : ወደ : ምግቡ : ይመል
ከት ፤

25 እኛ : ውሃን : ማንቧቧትን : ያን
ቧቧን : መኾኖችንን ፤

26 ከዚያም : ምድርን : (በደካማ :
ቡቃያ) : መሰንጠቅን : የሰነጠ
ቅን ፤

27 በውስጧም : እኸልን : ያበቀልን፤

28 ወይንም ፤ እርጥብ : ሳርንም ፤

29 የዘይት : ወይራንም : ዘንባባንም፤

30 ጭፍቆች : አትክልቶችንም ፤

31 ፍራፍራንም : ገለባንም ፤ (ያበቀ
ልን : መኾኖችንን : ይመልከት) ።

32 ለናንተም : ለእንስሶቻችሁም :
መጠቀሚያ : ይኾን : ዘንድ :
(ይህን : ሠራን) ።


1 የበላይ : እምላካችሁ : ነኝ ።

33 አደንጃሪይቱም : (መከራ) : በመጣች : ጊዜ ።
 34 ሰው : ከወንድሙ : በሚሸሸበት : ቀን ።
 35 ከኛቱም : ካባቱም ።
 36 ከሚሰቱም : ከልጁም ።
 37 ከነሱ : ለየሰው : ሁሉ : በዚያ : ቀን : (ከሌላው) : የሚያብቃ ቃው : ኹነታ : አልለው ። (1)

38 ፊቶች : በዚያ : ቀን : አብሪዎች : ናቸው ።
 39 ሳቂዎችም : ተደሳኞችም : ናቸው ።
 40 ፊቶችም : በዚያ : ቀን : በላያ ቸው : ላይ : ትቢያ : አልለባ ቸው ።
 41 ጥቁረት : ትሸፍናቸዋለች ።
 42 እነዚያ : እነሱ : ከሐዲዎቹ : አመጠኞቹ : ናቸው ።

1 ለራሱ : ብቻ : ግሰብና : መደብት : ይኖርበታል ።

ምዕራፍ : 81 : አል-ተክዊር ። ክፍል : 30 ።



በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም : ርኅሩኅ : በጣም : አዛኝ : በሆነው ።
 1 ፀሐይ : በተጠቀለለች : ጊዜ ፤
 2 ከዋክብትም : በረገፉ : ጊዜ ፤
 3 ተራራዎችም : በተነዱ : ጊዜ ፤
 4 የዐሥር : ወር : እርጉዞች : ግመሎችም : (ያለጠባቂ) : በተተዉ : ጊዜ ፤
 5 እንስሳትም : ሁሉ : በተሰበሰቡ : ጊዜ ፤
 6 ባሕሮችም : በተቃጠሉ : ጊዜ ፤
 7 ነፍሶችም : (በየአካሎቻቸው) : በተቆራኙ : ጊዜ ፤
 8 በሕይወቷ : የተቀበረችውም : ሴት : ልጅ : በተጠየቀች : ጊዜ ፤
 9 በምን : ወንጀል : እንደ : ተገደለች ፤


10 ጽሑፎችም : በተዘረጉ : ጊዜ ፤
 11 ሰማይም : በተገሸለጠች : ጊዜ ፤
 12 ገሀነምም : በተነደደች : ጊዜ ፤
 13 ገነትም : በተቀረበች : ጊዜ ፤
 14 ነፍስ : ሁሉ : (ከሥራ) : ያቀረበ ቸውን : ታውቃለች ፤
 15 ተመላሾችም : በኾኑት : (ዐዋድ ያት) : (1) እምላለሁ ።
 16 ኺያጀች : ገቢዎች : በኾኑት : (ከዋክብት) ።
 17 በሌሊቱም : (ጨለማውን) : በጠነሰሰ : ጊዜ ፤
 18 በንጋቱም : (በብርሃን) : በተነፈሰ : ጊዜ ፤ (እምላለሁ) ።
 19 እርሱ : (ቁርአን) : የክቡር : መልክተኛ : ቃል : ነው ።

1 ዐዋድ ያት : ግለት : ዘዋራ : ጥላይት : ግለት ነው ።

20 የጎይል : ባለቤት : በዙፋኑ : ባለቤት : ዘንድ : ባለሟል : የኾነ ፤
 21 በዚያ : ስፍራ : ትእዛዙ : ተሰሚ ፤ ታማኝ : የኾነ : (መልክተኛ : ቃል) : ነው ።
 22 ነቢያችሁም : በፍጹም : ዕብድ : አይደለም ።
 23 በግልጹ : አድማስም : በእርግጥ : አይቶታል ።
 24 እርሱም : በሩቁ : ወሬ : ላይ :

ሰሳች : (ንፋግ) : አይደለም ።
 25 እርሱም : (ቁርአን) : የርጉም : ሰይጣን : ቃል : አይደለም ።
 26 ታዲያ : ወዴት : ትኺዳላችሁ ?
 27 እርሱ : የዓለማት : መገመጫ : እንጅ : ሌላ : አይደለም ።
 28 ከናንተ : ቀጥተኛ : መኾንን : ለሻ : ሰው : (መገመጫ : ነው) ።
 29 የዓለማት : ጌታ : አላህ : ካልሻም : አትሹም ።

ምዕራፍ : 82 : አል-ኢንፊጣር ። ክፍል : 30 ።



በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም : ርኅሩኅ : በጣም : አዛኝ : በሆነው ።
 1 ሰማይ : በተሰነጠቀች : ጊዜ ፤
 2 ከዋክብትም : ተበታትነው : በወደቁ : ጊዜ ፤
 3 ባሕሮችም : በተከፈቱና : በተደበላለቁ : ጊዜ ፤
 4 መቃብሮችም : በተገለባበጡና : (መታገን) : በተነሱ : ጊዜ ፤
 5 ማንኛይቱም : ነፍስ : ያስቀደመ ቸውንና : ያቆዩቸውን : ታውቃለች ።
 6 አንተ : ሰው : ሆይ : በሹሩ : ጌታህ : ምን : አታለላህ ?
 7 በዚያ : በፈጠረህ : አካለ : ሙሉም : ባደረገህ : ባስተካከለህም ።
 8 በማንኛውም : በሻው : ቅርጽ :

በገጣጠመህ : (ጌታህ : ምን : አታለላህ) ።
 9 ተከልከሉ ፤ በውነቱ : በፍርድ : ቀን : ታስተባብላላችሁ ።
 10 በናኝተ : ላይ : ተጠባባቂዎች : ያሉባችሁ ፤ ስትኾኑ ፤
 11 የተከበሩ : ጸሐፊዎች : የኾኑ ፤ (ተጠባባቂዎች) ፤
 12 የምትሠሩትን : ሁሉ : የሚያውቁ
 13 እውነተኞቹ : ምእምናን : በእርግጥ : በገነት : ውስጥ : ናቸው ።
 14 ከሐዲዎቹም : በእርግጥ : በገሀነም : ውስጥ : ናቸው ።
 15 በፍርድ : ቀን : ይገቧታል ።
 16 እነርሱም : ከርሷ : ራቂዎች : አይደሉም ።

- 17 የፍርድ : ቀን : ምን : እንደ : ለሌላይቱ : ነፍስ : ምንም : ማድ
- ገኘ : ምን : አሳወቀህ ? ረግን : የማትችልበት : ቀን :
- 18 ከዚያም : የፍርድ : ቀን : ምን : ነው ። ነገሩም : ሁሉ : በዚያ :
- እንደ : ገኘ : ምን : አሳወቀህ ? ቀን : ለአላህ : ብቻ : ነው ።
- 19 (እርሱ) : ማንኛይቱም : ነፍስ :

83ኛ : ሱረቱ : አል-ሙጠፊፊን ፤ (የሰላቢዎች : ምዕራፍ) ። በ መካ : የወረደች : ናት ፤ አያትዋ : (አንቀጾችዋ) : 36 : ናቸው ።

- 1 ለሰላቢዎች : ወዮላቸው ፤
- 2 ለነዚያ : ከሰዎች : ባስሰፈሩ : ጊዜ : የሚያስሞሉ ፤
- 3 ለነሱም : (ለሰዎቹ) : በሰፈሩ : ወይም : በመዘኑላቸው : ጊዜ : የሚያገዙድሉ : (ለኾኑት) ።
- 4 እነዚያ : እነሱ : ተቀስቃሾች : መኾናቸውን : አያውቁም ?
- 5 በታላቁ : ቀን ፤
- 6 ሰዎች : ሁሉ : ለዓለማት : ጌታ : (ፍርድ) ፤ በሚቆሙበት : ቀን : (ተቀስቃሾች : መኾናቸውን) ።
- 7 በውነት : የከሐዲዎቹ : (የሰላ ቢዎቹ) : መጽሐፍ : በእርግጥ : በሲጂን : ውስጥ : ነው ።
- 8 ሲጂንም : ምን : እንደ : ገኘ : ምን : አሳወቀህ ?
- 9 የታተመ : መጽሐፍ : ነው ።
- 10 ለእስተባባዮች : በዚያ : ቀን : ወዮላቸው ።
- 11 ለነዚያ : በፍርድ : ቀን : ለሚ ያስተባብሉት ።
- 12 በርሱም : ወሰን : አላፊ : ኅጢ አተኛ : ሁሉ : እንጅ : ሌላ : አያ ስተባብልም ።
- 13 አንቀጾቻቸውን : በርሱ : ላይ : በተ ነበቡ : ጊዜ : የመጀመሪያዎቹ : ሰዎች : ተረቶች : ናቸው : ይላል ።
- 14 ይከልከል ፤ ይልቁንም : በልቦ ቻቸው : ላይ : ይሠሩት : የነበ ሩት : (ኅጢአት) : ደገደገባቸው ፤
- 15 ይከልከሉ ፤ እነሱ : በዚያ : ቀን : ከጌታቸው : (ማየት) : ተጋራ ጆች : ናቸው ።
- 16 ከዚያም : እነሱ : በእርግጥ : ገሀ ነምን : ገቢዎች : ናቸው ።
- 17 ከዚያም : ይህ : ያ : በርሱ : ታስ ተባብሉበት : የነበራችሁት : ነው : ይባላሉ ።
- 18 በውነቱ : የውነተኞቹ : ምእም ናን : መጽሐፍ : በዲሊዮን : ውስጥ : ነው ።
- 19 ዲሊዮንም : ምን : እንደ : ገኘ : ምን : አሳወቀህ ?

- 20 የታተመ : መጽሐፍ : ነው ።
- 21 ባለሟልዎቹ : ይጣዱታል ።
- 22 እውነተኞቹ : ምእምናን : በእር ግጥ : በድሎት : (ገነት) : ውስጥ : ናቸው ።
- 23 በባለ : አጉብር : አልጋዎች : ላይ : ገኘው : ይመለከታሉ ።
- 24 በፊቶቻቸው : ላይ : የድሎትን : ውበት : ታውቃለህ ።
- 25 ተጣርቶ : ከታተመ : ጠጅ : ይጥ ጠጣሉ ።
- 26 ማተሚያው : ምስክ : ከገኘ ፤ በዚህም : ተሸቀዳዳሚዎች : ይሽ ቀዳደሙ ።
- 27 መበረዣውም : ከተስኒም : ነው ።
- 28 ባለሟሎቹ : ከርሷ : የሚጠጡ ላት : ምንጭ : ናት ።
- 29 እነዚያ : ያምመጡት : በነዚያ : ባመኑት : በእርግጥ : ይስቁ : ነበሩ ።
- 30 በነሱም : ላይ : ባለፉ : ጊዜ : ይጠቃቀሱ : ነበር ።
- 31 ወደ : ቤተሰቦቻቸውም : በተመ ለሱ : ጊዜ : (በመሳለቃቸው) : ተደሳቾች : ገኘው : ይመለሱ : ነበር ።
- 32 ባዩዎቻቸውም : ጊዜ : እነዚህ : በእርግጥ : ተሳሳቾች : ናቸው : ይሉ : ነበር ።
- 33 በነሱ : ላይ : ተጠባባቂዎች : ተደርገው : ያልተላኩ : ሲኾኑ ።
- 34 ዛሬ : (በትንሣኤ : ቀን) : እነዚያ : ያመኑት : በከሐዲዎቹ : ይስ ቃሉ ።
- 35 በባለ : አጉብር : አልጋዎች : ላይ : ገኘው : የሚመለከቱ : ሲኾኑ : (ይስቃሉ) ፤
- 36 ከሐዲዎች : ይሠሩት : የነበሩትን : (ዋጋ) : ተመነዱን ? (ይላሉ) ።

84ኛ : ሱረቱ : አል-ኢንሺቃቅ ፤ (የመቀደድ : ምዕራፍ) ። በ መካ : የወረደች : ናት ፤ አያትዋ : (አንቀጾችዋ) : 25 : ናቸው ።

- 1 ለጌታዎም : በሰማች : ጊዜ ፤ (መስ ማት) : ተገባትም ፤ (ሰው : ሁሉ : ሥራውን : ይገናኛል) ።
- 2 ለጌታዎም : (ትእዛዝ) : በሰማች : ጊዜ ፤ (ልትሰማ) : ተገባትም ፤
- 3 ምድርም : በተለጠጠች : ጊዜ ፤
- 4 በውስጧ : ያለውንም : ሁሉ : በጣለችና : ባዶ : በኾነች : ጊዜ ፤
- 5 ለጌታዎም : በሰማች : ጊዜ ፤ (መስ ማት) : ተገባትም ፤ (ሰው : ሁሉ : ሥራውን : ይገናኛል) ።
- 6 እንተ : ሰው : ሆይ ! እንተ : ጌታህን : (በሞት) : እስከምትገ ናኝ : ድረስ : ልፋትን : ለፊ : ነህ ፤ ተገናኘውም : ነህ ።
- 7 መጽሐፉን : በቀኙ : የተሰጠ : ሰውማ :

- 8 በእርግጥ : ቀላልን : ምርመራ : ይመረመራል ፤
- 9 ወደ : ቤተሰቦቹም : ተደሳች : ሽና : ይመለሳል ።
- 10 መጽሐፉን : በጀርባው : ጎሳ : የተሰጠ : ሰውማ ፤
- 11 (ዋ : ጥፋቱ : በማለት) : ጥፋትን : በእርግጥ : ይጠራል ።
- 12 የተጋጋመች : እሳትንም : ይገባል ።
- 13 እርሱ : በቤተ : ሰቡ : ውስጥ : ተደሳች : ነበርና ።
- 14 እርሱ : (ወደ : አላህ) : የማይመለስ : መኾኑን : አስቧልና ።
- 15 አይደለም : (ይመለሳል) ፤ ጌታው በርሱ : (መመለስ) : ዐዋቂ : ነበር ፤ (ነውም) ።
- 16 አትካዱ ፤ በውጋገኑ : (1) እምላሁ ።
- 17 በሌሊቱም : በሰበሰበውም : ሁሉ ፤
- 18 በጨረቃውም : በሞላ : ጊዜ : (እምላሁ) ።
- 19 ከኹነታ : በጎሳ : ወደ : ሌላ : ኹነታ : ትለዋወጣላችሁ ።
- 20 የማያምኑት : ለነርሱ : ምን : አላቸው ?
- 21 በነሱም : ላይ : ቁርአን : በተነበበ : ጊዜ : የማይሰግዱት ፤ (ምን : አላቸው ?)
- 22 በእርግጥ : እነዚያ : የካዱት : (በትንሣኤ) : ያስተባብላሉ ።
- 23 አላህም : (በልቦቻቸው) : የሚቆጥሩትን : ዐዋቂ : ነው ።
- 24 በአሳማሚ : ቅጣትም : አብሰራቸው ።
- 25 ግን : እነዚያ : ያመኑና : መልካሞችን : የሠሩ : ለነርሱ : የማይቆረጥ : ምንዳ : አላቸው ።

1 በፀሐይ : ግባት : ቀይ : ሽና : በሚታየው : ውጋገን : ነው ።

85ኛ : ሱረቱ : አል-ቡሩጅ ፤ (የቡርጆች : ምዕራፍ) ። በመካ : የወረደች : ናት ፤ አያትዋ : (አንቀጾችዋ) : 22 : ናቸው ።

- 1 የቡርጆች : ባለቤት : በኾነችው : ሰማይ : እምላሁ ፤
- 2 በተቀጠረው : ቀንም ፤
- 3 በተጣጅና : በሚጣዱትም ፤ (1) : (እምላሁ) ፤
- 4 የጉድቡ : ባለቤቶች : ተረገሙ ፤
- 5 የማገዶ : ባለቤት : የኾነችው : እሳት : (ባለቤቶች) ።
- 6 እነርሱ : በርሷ : (አፋፍ) : ላይ : ተቀማጫች : በኾኑ : ጊዜ ፤ (ተረገሙ) ።
- 7 እነሱም : በምእምናኖቹ : በሚሠሩት : (ማሰቃየት) : ላይ : መስካሪዎች : ናቸው ።

1 በተራቢና : በሚተረጎሙት ።

- 8 ከነሱም : በአላህ : አሸናፊው : ምስጉኑ : በኾነው : (ጌታ) : ማመናቸውን : እንጅ : ሌላ : ምንም : አልጠሉም ።
- 9 በዚያ : የሰማያትና : የምድር : ንግሥና : ለርሱ : ብቻ : በኾነው : (አላህ : ማመናቸውን) : አላህም : በነገሩ : ሁሉ : ላይ : መስካሪ : ነው ።
- 10 እነዚያ : ምእምናንንና : ምእምናትን : ያሰቃዩ : ከዚያም : ያልተጸጸቱ : ለነርሱ : የገሀነም : ቅጣት : አላቸው ፤ ለነሱም : የመቃጠሉ : ስቃይ : አላቸው ።
- 11 እነዚያ : ያመኑና : መልካም : ሥራዎችንም : የሠሩ : ለነሱ : ከሥርቻቸው : ወንዞች : የሚፈሰሱባቸው : ገነቶች : አሏቸው ፤ ይህ : ታላቅ : ማግኘት : ነው ።
- 12 የጌታህ : በጎይል : መያዝ : ብርቱ : ነው ።
- 13 እነሆ : እርሱ : መፍጠርን : ይጀምራል ፤ ይመልሳልም ።
- 14 እርሱም : ምሕረተ : ብዙ : ወዳድ : ነው ።
- 15 የዙፋኑ : ባለቤት : የላቀው : ነው ።
- 16 የሚሻውን : ሁሉ : ሠሪ : ነው ።
- 17 የሰራዊቶቹ : ወሬ : መጣልህን ?
- 18 የፈርዖንና : የሠሙድ ፤ (ወሬ) ።
- 19 በውነቱ : እነዚያ : የካዱት : በማስተባበል : ውስጥ : ናቸው ።
- 20 አላህም : በዙሪያቸው : (በዕውቀቱ) : ከባቢ : ነው ።
- 21 ይልቁንም : እርሱ : የከበረ : ቁርአን : ነው ።
- 22 የተጠበቀ : በኾነ : ሰሌዳ : ውስጥ : ነው ።

86ኛ : ሱረቱ : አል-ጣሪቅ ፤ (የሌሊት : መጨው : ምዕራፍ) ። በመካ : የወረደች : ናት ፤ አያትዋ : (አንቀጾችዋ) : 17 : ናቸው ።

- 1 በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም : ርኅሩኅ : በጣም : አዛኝ : በሆነው ።
- 2 የሌሊት : መጨውም : ምን : እንደ : ኾነ : ምን : አሳወቀህ ?
- 3 ጨለማን : ቀዳጁ : ኮከብ : ነው ።
- 4 ነፍስ : ሁሉ : በርሷ : ላይ : ጠባቂ : ያለባት : እንጅ : ሌላ : አይደለችም ።
- 5 ሰውም : ከምን : እንደተፈጠረ : ይመልከት ።
- 6 ከተስፈንጣሪ : ውሃ : ተፈጠረ ።
- 7 ከጀርባና : ከእርግብግብቶች : መካከል : የሚወጣ : ከኾነ : (ውሃ) ።
- 8 እርሱ : (አላህ) : በመመለሱ :

- 9 ላይ : በእርግጥ : ቻይ : ነው ።
- 9 ምስጢሮች : በሚገለጡበት : ቀን ።
- 10 ለርሱም : (ለሰው) : ጎይልና : ረዳት : ምንም : የለውም ።
- 11 የመመለስ : ባለቤት : በኾነችው : ሰማይም : (1) እምላላሁ ።
- 12 (በበቃይ) : የመሰንጠቅ : ባለ
- 1 ገናም : ወይም : ፀሐይንና : ከዋክብትን : የምትመላልስ ።
- 13 ሌት : በኾነችው : ምድርም ፤
- 13 እርሱ : (እውነትን : ከውሸት) : የሚለይ : ቃል : ነው ።
- 14 እርሱም : ቀልድ : አይደለም ።
- 15 እነሱ : በርግጥ : ተንኮልን : ይሠራሉ ።
- 16 (እኔ) : ተንኮልንም : እመልሳለሁ ፤
- 17 ከሐዲዎችንም : ቀን : ስጣቸው ፤ ጥቂትን : ጊዜ : አቆያቸው ።

ምዕራፍ : 87 : አል-አዕላ ። ክፍል : 30 ።

87ኛ : ሱረቱ : አል-አዕላ ፤ (የበላይ : አሸናፊው : ምዕራፍ) ።
በመካ : የወረደች : ናት ፤ አያትዋ : (አንቀጾችዋ) : 19 : ናቸው ።

- በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም : ርኅሩኅ : በጣም : አዛኝ : በሆነው ።
- 1 ከሁሉ : በላይ : የኾነውን : ጌታ ሆን : ስም : አሞግሥ ፤
- 2 የዚያን : (ሁሉን : ነገር) : የፈጠረውን : ያስተካከለውንም ፤
- 3 የዚያንም : የወሰነውን : (ለተፈጠረለት : ነገር) : የመራውንም ፤
- 4 የዚያንም : ግጦሽን : (ለምለም : አድርጎ) : ያወጣውን ፤
- 5 (ከዚያ) : ደረቅ : ጥቁር : ያደረገውንም : (አምላክ : ስም : አሞግሥ) ።
- 6 (ቁርአንን) : በእርግጥ : እናስነብስሃለን ፤ አትረሳምም ፤
- 7 አላህ : ከሻው : ነገር : በስተቀር ።
- እርሱ : ግልጹን : የሚሸሽገውንም : ሁሉ : ያውቃልና ።
- 8 ለገሪቱም : (ሕግጋት) : እንገጥምሃለን ።
- 9 ግሣዴይቱ : ብትጠቅም : (ሰዎችን) : ገሥጽም ።
- 10 (አላህን) : የሚፈራ : ሰው : በእርግጥ : ይገሠጻል ።
- 11 መናጢውም : ይርቃታል ፤
- 12 ያ : ታላቁቱን : እሳት : የሚገባው ።
- 13 ከዚያም : በርሷ : ውስጥ : አይሞትም : ሕያውም : አይኾንም ።
- 14 የተጥራራ : ሰው : በእርግጥ : ዳነ ፤
- 15 የጌታውንም : ስም : ያወሳና : የሰገደ ።

- 16 ይልቁንም : ቅርቢቱን : ሕይወት : ትመርጣላችሁ ፤
- 17 መጨረሻይቱ : (ሕይወት) : በ
- 18 ይህ : በፊተኞቹ : መጸሕፍት : ውስጥ : ያልለ : ነው ።
- 19 በኢብራሂምና : በሙሳ : ጽሑፎች : ውስጥ ።
- 18 ይህ : በፊተኞቹ : መጸሕፍት : ውስጥ : ያልለ : ነው ።
- 19 በኢብራሂምና : በሙሳ : ጽሑፎች : ውስጥ ።

ምዕራፍ : 88 : አል-ጋሺያህ ። ክፍል : 30 ።


88ኛ : ሱረቱ : አል-ጋሺያህ ፤ (የሸፋኝቱ : ምዕራፍ) ። በመካ : የወረደች : ናት ፤ አያትዋ : (አንቀጾችዋ) : 26 : ናቸው ።

- በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም : ርኅሩኅ : በጣም : አዛኝ : በሆነው ።
- 1 የሸፋኝቱ : (1) (ትንሣኤ) : ወራ : መጣህን ?
- 2 ፊቶች : በዚያ : ቀን : ተዋራጆች : ናቸው ፤
- 3 ሠሪዎች : ለፊዎች : ናቸው ።
- 4 ተኳሳን : እሳት : ይገባሉ ፤
- 5 በጣም : ከፊላች : ምንጭ : ይጋታሉ ፤
- 6 ለነሱ : ዶሪዕ : ከሚባል : (እሾሃም) : ዛፍ : እንጅ : ሌላ : ምግብ : የላቸውም ፤
- 7 የማያሰባ : ከረኃብም : የማያብቃቃ : ከኾነው ።
- 8 ፊቶች : በዚያ : ቀን : ተቀማጣዮች : ናቸው ፤
- 9 ለሥራቸው : ተደሳቾች : ናቸው ፤
- 10 በከፍተኛ : ገነት : ውስጥ : ናቸው ።
- 11 በውስጡ : ውድቅን : ነገር : አይሰሙም ።
- 12 በውስጡ : ፈሳሾች : ምንጮች : አልሉ ።
- 13 በውስጡ : ከፍ : የተደረጉ : አልጋዎች : አልሉ ።
- 14 በተርታ : የተናፋ : ብርጭቆዎችም ፤
- 15 የተደረደሩ : መከዳዎችም ፤
- 16 የተነጠፉ : ስጋጃዎችም : (አልሉ) ።
- 17 (ከሐዲዎች) : አይመለከቱምን ? ወደ : ግመል : እንዴት : እንደ : ተፈጠረች !
- 18 ወደ : ሰማይም : እንዴት : ከፍ : እንደ : ተደረገች !
- 19 ወደ : ተራራዎችም : እንዴት : እንደ : ተቸከሉ !
- 20 ወደ : ምድርም : እንዴት : እንደ : ተዘረጋች : (አይመለከቱምን ?)
- 21 አስታውስም ፤ እንተ : አስታዋሽ : ብቻ : ነህና ።
- 22 በነሱ : ላይ : ተሸሚ : (አስገዳጅ) : አይደለም ፤

1 በድንጋጤና : በጭንቀት : ሁሉን : የምትሸፍነው ።

- 23 ግን : (ከውነት) : የዘረና : የካደ : 25 መመለሻቸው : ወደኛ : ብቻ : ሰው :
- 24 አላህ : ታላቁን : ቅጣት : ይቀጣ 26 ከዚያም : ምርመራቸው : በኛ : ላይ : ብቻ : ነው ።


ምዕራፍ : 89 : አል-ፈጅር ። ክፍል : 30 ።



- በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም : 13 በነሱ : ላይም : ጌታህ : የቅጣትን : አለንጋ : አወረደባቸው ።
- 1 በነህ : እምላሁ ፤
- 2 በዐሥር : ሌሊቶችም ፤
- 3 በጥንዱም : በነጠላውም ፤
- 4 በሌሊቱም : በሚኼድ : ጊዜ ፤
- 5 በዚህ : (መሐላ) : ለባለ : አእምሮ : ታላቅ : መሐላ : አለበትን?
- 6 ጌታህ : በዓድ : እንዴት : እንደ : ሠራ : አታውቅምን ?
- 7 በኢረም : በባለ : ረዣዣሚቱ : አዕማድ ፤
- 8 በዚያች : ብጤዋ : በአገሮች : ውስጥ : ያልተፈጠረ : በኾነችው፤
- 9 በሠሙድም : በነዚያ : በሸለቆው ቋጥኝን : የቆረጡ : በኾኑት ፤
- 10 በፈርዖንም : ባለ : ችካሎች : በኾነው :
- 11 በነዚያ : በአገሮች : ላይ : ግፍ : የሠሩ :
- 12 በርዕም : ውስጥ : ጥፋትን : ያበዙ : በኾኑት : (እንዴት : እንደሠራ : አታውቅምን ?)
- 14 ጌታህ : በመጠባበቂያ : ላይ : ነውና ።
- 15 ሰውማ : ጌታው : በሞከረው : ጊዜ : ባከበረውና : ባጣቀመውም : (ጊዜ) : ጌታዬ : አከበረኝ : (አበለጠኝ) : ይላል ።
- 16 በሞከረውና : በርሱ : ላይ : ሲሳዩን : ባጠበባ : ጊዜማ : ጌታዬ : አሳነሰኝ : ይላል ።
- 17 ይከልከል ፤ ይልቁንም : የቲምን : አታከብሩም ፤
- 18 ድኻንም : በማብላት : ላይ : አትተዛዘዙም ፤
- 19 የውርስንም : ገንዘብ : የመሰብሰብን : አበላል : ትበላላችሁ ፤
- 20 ገንዘብንም : ብዙን : መውደድ : ትወዳላችሁ ።
- 21 ተዉ ፤ ምድር : ደጋግማ : በተሰባበረች : ጊዜ ፤
- 22 መላእክትም : ሠልፍ : ሠልፍ : ኾነው : ጌታህ : (ትእዛዙ) : በመጣ : ጊዜ ፤

- 23 ገህነምም : በዚያ : ቀን : በተመጣች : ጊዜ : በዚያ : ቀን : ሰው : (ጥፋቱን) : ይገነዘባል ፤ መገንዘብም : ለርሱ : ከየቱ ? (1)
- 24 ዋ : እኔ ! ምነው : በሕይወቱ : (መልካምን : ሥራ) : ባስቀደምኩ : ናር : ይላል ።
- 25 በዚያ : ቀንም : የርሱን : አቀጣጥ : 1 ከየት : ይጠትመዋል ።
- 26 የርሱንም : አስተላሠር : አንድም : አያሥርም ፤
- 27 (ለአመነች : ነፍስም) : እንቺ : የረከሸው : ነፍስ : ሆይ !
- 28 ወዳጅ : ተወዳጅ : ኾነሽ : ወደ : ጌታሽ : ተመለሺ ።
- 29 በባሮቹም : ውስጥ : ግቢ :
- 30 ገነቴንም : ግቢ ፤ (ትባላለች) ።

ምዕራፍ : 90 : አል-በለድ ። ክፍል : 30 ።



- በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም : 7 አንድም : ያላየው : መኾኑን : ርገሩን ፤ በጣም : አዛኝ : በሆነው ።
- 1 በዚህ : አገር : (በመካ) : እምላላሁ ፤
- 2 አንተ : በዚህ : አገር : ሰፋሪ : ስትኾን ፤
- 3 በወላጇም : በወለዳቸውም : ሰዎች : (በአዳምና : በዘሮቹ : ሁሉ : እምላላሁ) ፤
- 4 ሰውን : ሁሉ : በእርግጥ : በልፋት : ውስጥ : ኾኖ : ፈጠርነው ፤ (1)
- 5 በርሱ : ላይ : አንድም : የማይችል : መኾኑን : ይጠረጥራልን ?
- 6 ብዙን : ገንዘብ : አጠፋሁ : ይላል ፤
- 7 አንድም : ያላየው : መኾኑን : አላደረግንለትምን ?
- 8 ለርሱ : ሁለት : ዓይኖችን : አላደረግንለትምን ?
- 9 ምላስንና : ሁለት : ከንፈሮችንም ፤
- 10 ሁለትን : መንገዶችም : (1) አልመራነውምን ?
- 11 ዓቀብቲቱንም : አልወጣም ።
- 12 ዓቀብቲቱም : (መውጣቷ) : ምን እንደኾነች : ምን : አሳወቀህ ?
- 13 (እርሱ) : ጫንቃን : መልቀቅ : ነው ።
- 14 ወይም : የረጋብ : ባለቤት : በኾነ : ቀን : ማብላት ፤
- 15 የዝምድና : ባለቤት : የኾነን : የቲም ፤
- 1 ለፋት : ምንጊዜም : አይለየውም ።
- 1 የደገና : የከፋን : ወይም : የናቱን : ሁለት : ጠቶች ።

- 16 ወይም : የዐፈር : ባለቤት : የኾነን : ድኻ : (1) (ማብላት : ነው) ።
 - 17 (ዐቀብቲቱን : አልወጣም) : ከዚያም : ከነዚያ : ከአመነትና : በመታገሥ : አደራ : ከተባባሉት : በማዘንም : አደራ : ከተባባሉት : ሰዎች : አልኾነም ።
 - 18 እነዚያ : (ይህንን : የፈጸሙ) : የቀኝ : ጓዶች : ናቸው ።
 - 19 እነዚያም : በአንቀጾቻችን : የካዱት : እነሱ : የግራ : ጓዶች : ናቸው ።
 - 20 በነሱ : ላይ : የተዘጋች : እሳት : አልለች ።
- 1 የሚያነጥፈው : አጥቶ : ዐፈር : ላይ : የሚተኛን : ድኻ ።

ምዕራፍ : 91 : አል-ሸምስ ። ክፍል : 30 ።

91ኛ : ሱረቱ : አል-ሸምስ ፤ (የፀሐይ : ምዕራፍ) ። በመካ : የወረደች : ናት ፤ አያትዋ : (አንቀጾችዋ) : 15 : ናቸው ።

- በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም : ርኅሩኅ : በጣም : አዛኝ : በሆነው ።
- 1 በፀሐይና : በብርሃኗ : እምላላሁ ።
- 2 በጨረቃውም : በተከተላት : ጊዜ ፤
- 3 በቀኑም : (ፀሐይን) : በገለጸት : ጊዜ ፤
- 4 በሌሊቱም : በሸፈናት : ጊዜ ፤
- 5 በሰማይቱም : በገነባትም : (ጌታ) ፤
- 6 በምድሪቱም : በዘረጋትም ፤
- 7 በነፍስም : ባስተካከላትም ፤
- 8 አመጥዋንና : ፍርሃትዋንም : ባሳወቃት : (አምላክ : እምላላሁ) ፤
- 9 (ከኅጢአት) : ያጠራት : ሰው : ፍላጎቱን : በእርግጥ : አገኘ ።
- 10 (በኅጢአት) : የሸፈናትም : ሰው : በውነት : አፈረ ።
- 11 ሠሙድ : ወሰን : በማለፍዋ : አስተባበለች ፤
- 12 ጠማማዋ : በተንቀሳቀሰ : ጊዜ ።
- 13 ለነሱም : የአላህ : መልክተኛ : (ሷሊህ) : የአላህን : ግመል : የመጠጥ : ተራዋንም : (ተጠንቀቁ) : አላቸው ።
- 14 አስተባበሉትም ፤ (ቋንቋዋን) : ወጓትም ፤ በኅጢአታቸውም : ምክንያት : ጌታቸው : (ቅጣትን) : በነሱ : ላይ : ደመደመባቸው ፤ አስተካከላትም ።
- 15 ፍጻሜዋንም : (የምታስከትለውን) : አይፈራም ።

92ኛ : ሱረቱ : አል-ለይል ፤ (የሌሊት : ምዕራፍ) ። በመካ : የወረደች : ናት ፤ አያትዋ : (አንቀጾችዋ) : 21 : ናቸው ።

- በአላህ : ህም : እጅግ : በጣም : ርኅሩኅ : በጣም : አዛኝ : በሆነው ።
 - 1 በሌሊቱ : እምላላሁ : (በጨለማው) : በሚሸፍን : ጊዜ ፤
 - 2 በቀኑም ፤ በተገለጸ : ጊዜ ።
 - 3 ወንድንና : ሴትን : በፈጠረውም : (አምላክ : እምላላሁ) ፤
 - 4 ሥራችሁ : በእርግጥ : የተለያዩ : ነው ።
 - 5 የሰጠ : ሰውማ : ጌታውን : የፈራም ፤
 - 6 በመልካሚቱም : (እምነት) : ያረጋገጠ ፤
 - 7 ለገሪቱ : ሥራ : እናዘጋጃለን ።
 - 8 የሰሰተ : ሰውማ : የተብቃቃም ፤ (በራሱ : የተመከ) ፤
 - 9 በመልካሚቱ : (እምነት) : ያስተባበለም ፤
 - 10 ለክፉይቱ : ሥራ : እናዘጋጃለን ።
 - 11 በወደቀም : ጊዜ : ገንዘቡ : ከርሱ : ምንም : አይጠቅመውም ።
 - 12 ቅኑን : መንገድ : መግለጽ : በኛ : ላይ : አለብን ።
 - 13 መጨረሻይቱም : መጀመሪያይቱም : ዓለም : የኛ : ናቸው ።
 - 14 የምትንቀሳቀሳንም : እሳት : አስጠነቀቅኳችሁ : (በላቸው) ።
 - 15 ከጠማማ : በቀር : ሌላ : የማይገባት : የኾነችን ፤
 - 16 ያ : ያስተባበለና : ከትእዛዝ : የሸሸው ።
 - 17 አላህን : በጣም : ፈረውም : በእርግጥ : ይርቃታል ።
 - 18 ያ : የሚጥራራ : ኾኖ : ገንዘቡን : (ለድኾች) : የሚሰጠው ።
 - 19 ለአንድም : ሰው : እርሱ : ዘንድ : የምትመለስ : ውለታ : የለችም ። (1)
 - 20 ግን : የታላቅ : ጌታውን : ውዴታ : ለመፈለግ : (ይህንን : ሠራ) ።
 - 21 ወደፊትም : በእርግጥ : ይደሰታል ።
- 1 የሚለግሰው : ለአላህ : ውዴታ : ነው ። እንጂ : ውለታ : ለመመለስ : ወይም : ለመፈለግ : አይደለም ። ማለት : ነው ።

93ኛ : ሱረቱ : አል-ዱሐ ፤ (የረፋድ : ምዕራፍ) ። በመካ : የወረደች : ናት ፤ አያትዋ : (አንቀጾችዋ) : 11 : ናቸው ።

- | | |
|---|--|
| በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም : | ትደሰታላህም ። |
| ርገሩገ : በጣም : አዛኝ : በሆነው ። | 6 የቲም : ሾነህ : አላገኘህምና : አላስጠጋህም? (አስጠግቶሃል) ። |
| 1 በረፋዱ : እምላላሁ ፤ | 7 የሳትክም : ሾነህ : አገኘህ ፤ መራህም ። |
| 2 በሌሊቱም : ጸጥ : ባለ : ጊዜ ፤ | 8 ድኻም : ሾነህ : አገኘህ ፤ አከበረህም ። |
| 3 ጌታህ : አላሰናበተህም ፤ አልጠላህምም ። | 9 የቲምንግ : አትጨቁን ። |
| 4 መጨረሻይቱም : (ዓለም) : ከመጀመሪያይቱ : ይልቅ : ላንተ : በላጭ : ናት ። | 10 ለማንንም : አትገላምጥ ። |
| 5 ጌታህም : ወደ : ፊት : (ብዙን : ስጦታ) : በእርግጥ : ይሰጥሃል ፤ | 11 በጌታህም : ጸጋ : አውራ ፤ (ግለጸት) ። |

94ኛ : ሱረቱ : አል-ኢንሻራሕ ፤ (የልብ : መስፋት : ምዕራፍ) ። በመካ : የወረደች : ናት ፤ አያትዋ : (አንቀጾችዋ) : 8 : ናቸው ።

- | | |
|--|-----------------------------------|
| በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም : | 4 መወሳትህንም : ላንተ : ከፍ : አድርገንልሃል ። |
| ርገሩገ : በጣም : አዛኝ : በሆነው ። | 5 ከችግርም : ጋር : ምቹት : አልለ ። |
| 1 ልብህን : ለአንተ : አላሰፋንልህምን ? (አስፍተንልሃል) ። | 6 ከችግር : ጋር : በእርግጥ : ምቹት : አልለ ። |
| 2 ሸክምህንም : ካንተ : አውርደንልሃል ። | 7 በጨረሰክም : ጊዜ : ልፋ ። (ቀጥል) ። |
| 3 ያንን : ጀርባህን : ያከበደውን : (ሸክም) ። | 8 ወደ : ጌታህም : ብቻ : ከጅል ፤ |

95ኛ : ሱረቱ : አል-ቲን ፤ (የበለስ : ምዕራፍ) ። በመካ : የወረደች : ናት ፤ አያትዋ : (አንቀጾችዋ) : 8 : ናቸው ።

- | | |
|---|--|
| በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም : | ጥንት : ሁሉ : በታች : አድርገን : መለስነው ። |
| ርገሩገ : በጣም : አዛኝ : በሆነው ። | 6 ግን : እነዚያ : ያመኑት : መልካሞችንም : የሠሩት : ለነሱ : ተቆራጭ : ያልሾነ : ምንዳ : አላቸው ። |
| 1 በበለስና : በዘይት : ወይራ : እምላላሁ ፤ | 2 በሲኒን : ተራራም ፤ |
| 2 በሲኒን : ተራራም ፤ | 3 በዚህ : በጸጥተኛው : አገርም : (እምላላሁ) ። |
| 3 በዚህ : በጸጥተኛው : አገርም : (እምላላሁ) ። | 7 ታዲያ : ከዚህ : በኋላ : በፍርድ : ምን : አስተባባይ : አደረገህ ? |
| 4 ሰውን : በጣም : በአማረ : አቋም : ላይ : ፈጠርነው ። | 8 አላህ : ከፈራጆች : ሁሉ : ይበልጥ : ፈራጅ : አይደለምን ? (ነው) ። |
| 5 ከዚያም : (ከፈሉን) : ከዝቅተ | |

96ኛ : ሱረቱ : አል-ዐለቅ ፤ (የረጋ : ደም : ምዕራፍ) ። በመካ : የወረደች : ናት ፤ አያትዋ : (አንቀጾችዋ) : 19 : ናቸው ።

- | | |
|---|---|
| በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም : | 6 በውነቱ : ሰው : ወሰንን : ያልፋል ፤ |
| ርገሩገ : በጣም : አዛኝ : በሆነው ። | 7 ራሱን : የተብቃቃ : (ባለ : ሀብት) ሾኖ : ለማየቱ ። |
| 1 አንብብ : በዚያ : (ሁሉን) : በፈጠረው : ጌታህ : ስም ። | 2 ሰውን : ከረጋ : ደም : በፈጠረው : (ጌታህ : ስም) ። |
| 2 ሰውን : ከረጋ : ደም : በፈጠረው : (ጌታህ : ስም) ። | 8 መመለሻው : ወደ : ጌታህ : ብቻ : ነው ። |
| 3 አንብብ ፤ ጌታህ : በጣም : ቸር : ሲሾን ፤ | 9 አየህን ? ያንን : የሚከለክለውን : ባሪያን : በሰገደ : ጊዜ ፤ |
| 4 ያ : በብርዕ : ያስተማረ ፤ | 10 አየህን ? ንገረኝ : (ተከልካዩ) : በትክክለኛ : መንገድ : ላይ : ቢሾን : |
| 5 ሰውን : ያላወቀውን : ሁሉ : ያላወቀ : ሲሾን ። | |

- 12 ወይም : (ፈጣሪውን) : በመፍ : 16 ውሸታም : ስሕተተኛ : የኾነች
- 13 አየህን ? ንገረኝ : (ከልካዩ) : ቢያ : ውን : አናቱን ::
- 14 አላህ : የሚያይ : መኾኑን : አያ : 17 ሽንገውንም : ይጥራ ::
- 15 ይተው : ባይከለከል : አናቱን : ይዘን : እንገትተዋለን :: 18 (አኛም) : ዘበኞቻችንን : እንጠራለን ::
- 19 ይከልከል :: አትታዘዘው :: ስገድም :: (ወደ : አላህ) : ተቃረብም ::

ምዕራፍ : 97 : አል-ቀድር :: ክፍል : 30 ::

97ኛ : ሱረቱ : አል-ቀድር :: (የውሳኔ : ምዕራፍ) :: በመካ : የወረደች : ናት :: አያትዋ : (አንቀጾችዋ) : 5 : ናቸው ::

- በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም : 3 እንደ : ኾነች : ምን : አሳወቀህ ?
- 1 እኛ : (ቁርአኑን) : በመወሰኛ : ይቱ : ሌሊት : (1) : አወረድነው :: 4 በርሷ : ውስጥ : መላእክትና : መንፈሱ : በጌታቸው : ፈቃድ :
- 2 መወሰኛይቱም : ሌሊት : ምን : 5 እርስዋ : እስከ : ጎህ : መውጣት : ድረስ : ሰላም : ብቻ : ናት ::
- 1 የመወሰኛ : ሌሊት : ወይም : የከበረች : ሌሊት : ትባላለች ::

ምዕራፍ : 98 : አል-በይናህ :: ክፍል : 30 ::

98ኛ : ሱረቱ : አል-በይናህ :: (የግልጽ : አስረጅ : ምዕራፍ) :: በመዲና : የወረደች : ናት :: አያትዋ : (አንቀጾችዋ) : 8 : ናቸው ::

- በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም : ከአጋሪዎቹም : የካዱት : ግልጽ :
- 1 እነዚያ : ከመጽሐፉ : ባለቤቶች : አስረጅ : እስከ : መጣላቸው : ድረስ : (ከነበሩበት : ላይ) : ተወጋጆች : አልነበሩም ::

- 2 (አስረጅም) : ከአላህ : የኾነ : 6 እነዚያ : ከመጽሐፉ : ሰዎች :
- መልክተኛ : የተጥራሩን : መጽሐፎች : የሚያነብ : ነው :: የካዱት : አጋሪዎቹም : በገህነም : እሳት : ውስጥ : ናቸው ::
- 3 በውስጡ : ቀጥተኛ : የኾኑ : በውስጡ : ዘውታሪዎች : ሲኾኑ :
- ጽሑፎች : ያሉባት : የኾነችን :: እነዚያ : እነሱ : ከፍጥረት : ሁሉ : ክፉ : ናቸው ::
- 4 እነዚያም : መጽሐፉን : የተሰጡት : ሰዎች : ግልጽ : አስረጅ : 7 እነዚያ : ያመኑትና : መልካሞችንም : የሠሩት : እነዚያ : እነሱ :
- ከመጣላቸው : በኋላ : እንጅ : ከፍጥረት : ሁሉ : በላጭ : ናቸው :: አልተለያዩም ::
- 5 አላህን : ሃይማኖትን : ለርሱ : 8 በጌታቸው : ዘንድ : ምንዳቸው :
- ብቻ : አጥሪዎች : ቀጥተኞች : ከሥሮቻቸው : ወንዞች : የሚፈኩባቸው : የመኖሪያ : ገነቶች :
- ክስተካክለው : ሲሰግዱ : ዘካንም : ሲሰጡ : እንጅ : ያልታዘዙ : ነው :: በውስጣቸው : ዘለዓለም :
- ሲኾኑ : (ተለያዩ) :: ይህም : የቀጥተኛይቱ : (ሃይማኖት) : ድንጋጌ : ነው :: ከውታሪዎች : ሲኾኑ : (ይገቡባቸዋል) :: አላህ : ከነሱ : ወደደ :: ከርሱም : ወደዱ :: ይህ : ጌታውን : ለፈራ : ሰው : ነው ::

ምዕራፍ : 99 : አል-ዘልዘላህ :: ክፍል : 30 ::

99ኛ : ሱረቱ : አል-ዘልዘላህ :: (የምድር : መንቀጥቀጥ : ምዕራፍ) :: በመዲና : የወረደች : ናት :: አያትዋ : (አንቀጾችዋ) : 8 : ናቸው ::

- በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም : 6 በዚያ : ቀን : ሰዎች : ሥራዎቻቸውን : (ምንዳዋን) : እንዲያዩ :
- 1 ምድር : (በጎይል) : መንቀጥቀጥን : በተንቀጠቀጠች : ጊዜ :: ይደረጉ : ዘንድ : (እንደየሥራቸው) : የተለያዩ : ኾነው : (ከመቆሚያው : ስፍራ) : ይመለሳሉ ::
- 2 ምድር : ሸክሞችዋን : ባወጣችም : ጊዜ :: 7 የብናኝ : ክብደት : ያክልም : መልካምን : የሠራ : ሰው : ያገኘዋል ::
- 3 ሰውም : ምን : ኾነች : ባለ : ጊዜ ::
- 4 በዚያ : ቀን : ወሬዎችዋን : ትና 8 የብናኝ : ክብደት : ያክልም : ክፉን : የሠራ : ሰው : ያገኘዋል ::
- 5 ጌታህ : ለርሷ : በማሳወቁ : ምክንያት ::

100ኛ፡ ሱረቱ፡ አል-ዓዲያት ፡ (የሩዋጮች ፡ ምዕራፍ) ። በ መካ፡ የወረደችናት፡ አያትዋ፡ (አንቀጾችዋ)፡ 11 ፡ ናቸው ።

- በአላህ ፡ ስም ፡ እጅግ ፡ በጣም ፡ 7 እርሱም ፡ በዚህ ፡ ላይ ፡ መስካሪ ፡ ርኅሩኅ ፡ በጣም ፡ አዛኝ ፡ በሆነው ። ነው ።
- 1 እያለከለከ ፡ ሩዋጮች ፡ በኾኑት ፡ 8 እርሱም ፡ ገንዘብን ፡ ለመውደድ ፡ (ፈረሶች) ፡ እምላሊሁ ። በጣም ፡ ብርቱ ፡ ነው ።
- 2 (በሰከናቸው) ፡ እያጋጨ ፡ እሳ 9 (ሰው) ፡ አያውቅምን ? በመቃብ ፡ ትን ፡ አውጪዎች ፡ በኾኑትም ፤ ሮች ፡ ያሉት ፡ (ሙታን) ፡ በተ ቀሰቀሱ ፡ ጊዜ ፤
- 3 በማለዳ ፡ ወራሪዎች ፡ በኾኑትም ። 10 በልቦች ፡ ውስጥ ፡ ያለውም ፡ ሁሉ ፡ በተገለጸ ፡ ጊዜ ፡ (እንዴት ፡ እን ደሚኾን) ።
- 4 በርሱ ፡ አቧራን ፡ በቀሰቀሱትም ፤ 11 ጌታቸው ፡ በዚያ ፡ ቀን ፡ በነሱ ፡ በ(ጠላት) ፡ ክቢ ፡ (1) መካከል ፡ (ነገር) ፡ በእርግጥ ፡ ውስጠ ፡ በርሱ ፡ (በጣት) ፡ በተጋፈጡ ፡ ዐዋቂ ፡ ነው ። ትም ፡ እምላሊሁ ።
- 6 ሰው፡ለጌታው፡ብርቱ፡ከሐዲ፡ነው።
- 1 የጦር ፡ ሰራዊት ፡ ልዩ ፡ ሰፈር ።

ምዕራፍ : 101 : አል-ቃሪዓህ ። ክፍል : 30 ።

101ኛ፡ ሱረቱ፡ አል-ቃሪዓህ ፤ (የቆርቋሪይቱ ፡ ምዕራፍ) ። በ መካ፡ የወረደች ፡ ናት ፤ አያትዋ ፡ (አንቀጾችዋ) ፡ 11 ፡ ናቸው ።

- በአላህ ፡ ስም ፡ እጅግ ፡ በጣም ፡ ሱፍ ፡ በሚኾኑበት ፡ (ቀን ፡ ልቦ ርኅሩኅ ፤ በጣም ፡ አዛኝ ፡ በሆነው ። ችን ፡ በድንጋጤ ፡ ትቆረቁራለች።
- 1 ቆርቋሪይቱ ፡ (ጨኸት) ፤ 6 ሚዛኖቹ ፡ የከበዱለት ፡ ሰውማ ፤
- 2 ምን ፡ አስደናቂ ፡ ቆርቋሪ ፡ ናት ! 7 እርሱ ፡ በምትወደድ ፡ ኑሮ ፡ ውስጥ ፡ ይኾናል ።
- 3 ቆርቋሪይቱም ፡ ምን ፡ እንደ ፡ 8 ሚዛኖቹም ፡ የቀለሉበት ፡ ሰውማ ፤ ሽነች ፡ ምን ፡ አሳወቀህ ? 9 መኖሪያው ፡ ሃዊያህ ፡ ናት ፡ (1)
- 4 ሰዎች ፡ እንደ ፡ ተበታተነ ፡ ቢራ 10 እርሷም ፡ ምን ፡ እንደ ፡ ሽነች ፡ ቢሮ ፡ (ወይም ፡ ኩብኩባ) ፡ (1) ምን ፡ አሳወቀህ ?
- 5 በሚኾኑበት ፡ ቀን ፤ 11 (እርሷ)፡በጣም፡ተኳሳ፡አሳት፡ናት።
- 5 ጋራዎችም ፡ እንደ ፡ ተነደፈ ፡ 1 ሃዊያህ ፡ እዘትዋ ፡ በጣም ፡ የራቀ ፡ የአ ሳት ፡ ጉድጓድ ፡ ናት ።
- 1 ገና ፡ ያልበረረ ፡ ግልገል ፡ አንበጣ ።

102ኛ፡ ሱረቱ፡ አል-ተካሙር፤(በብዛት፡የመሬካከር፡ምዕራፍ)። በመካ፡ የወረደች ፡ ናት ፤ አያትዋ ፡ (አንቀጾችዋ) ፡ 8 ፡ ናቸው ።

- በአላህ ፡ ስም ፡ እጅግ ፡ በጣም ፡ ታውቃላችሁ ። ርኅሩኅ ፡ በጣም ፡ አዛኝ ፡ በሆነው ። 5 በውነቱ ፡ (የሚጠብቃችሁን) ፡ በብዛት ፡ መሬካከር ፡ (ጌታች ፡ እርግጠኛ ፡ ዕውቀትን ፡ ብታውቁ ፡ ሁን ፡ ከመገዛት) ፡ አዘነጋችሁ ፤ ኖሮ ፤ (ባልዘናጋችሁ ፡ ነበር) ።
- 1 መቃብሮችን ፡ እስከ ፡ ጉብኛችሁ ፡ 2 ማህምን ፡ በእርግጥ ፡ ታያላችሁ ።
- 2 ድረስ ። 6 ከዚያም ፡ እርግጠኛን ፡ ማየት ፡ ተከልከሉ ፤ ወደፊት ፡ (ውጤ ታዩዋታላችሁ ፤
- 3 ቱን) ፡ ታውቃላችሁ ፤ 7 ከዚያም ፡ ከድሎታችሁ ፡ ሁሉ ፡ ከዚያም ፡ ተከልከሉ ፤ ወደ ፡ ፊት ፡ በዚያ ፡ ቀን ፡ ትጠየቃላችሁ ።

ምዕራፍ : 103 : አል-ዐስር ። ክፍል : 30 ።

103ኛ፡ ሱረቱ፡ አል-ዐስር ፤ (የጊዜያት ፡ ምዕራፍ) ። በመካ ፡ የወረደች ፡ ናት ፤ አያትዋ ፡ (አንቀጾችዋ) ፡ 3 ፡ ናቸው ።

- በአላህ ፡ ስም ፡ እጅግ ፡ በጣም ፡ ውስጥ ፡ ነው ። ርኅሩኅ ፡ በጣም ፡ አዛኝ ፡ በሆ ነው ። 3 እነዚያ ፡ ያመኑትና ፡ መልካሞ ችን ፡ የሠሩት ፡ በውነትም ፡ አደራ ፡ ነው ።
- 1 በጊዜያቱ ፡ እምላሊሁ ፤ የተባባሉት ፡ በመታገሥም ፡ አደ ፡ ሰው ፡ ሁሉ ፡ በእርግጥ ፡ በከሳራ ፡ ራ ፡ የተባባሉት ፡ ብቻ ፡ ሲቀሩ።

104ኛ : ሱረቱ : አል-ሁ-ምዛህ ፤ (የአሚተኛ : ምዕራፍ) ። በ መካ : የወረደች : ናት ፤ አያትዋ : (አንቀጾችዋ) : 9 : ናቸው ።

- | | |
|---|--|
| በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም : | ውስጥ : በእርግጥ : ይጣላል ። |
| 1 ርጎሩጎ : በጣም : አዛኝ : በሆነው ። | 5 ሰባሪይቱም : ምን : እንደ : ኾነች : |
| 2 ለአሚተኛ : ለዘላፊ : ሁሉ : ወዮ ለት ። | 6 የተነደደችው : የአላህ : እሳት : ናት ። |
| 3 ለዚያ : ገንዘብን : የሰበሰበና : የቆጣጠረው : (ያደለበውም) : ለኾነ ፤ (ወዮለት) ። | 7 ያቺ : በልቦች : ላይ : የምትዘ ልቅ : የኾነችው ። |
| 4 ገንዘቡ : የሚያዘወትረው : መኾ ኑን : ያሰባል ። | 8 እርሷ : በእርግጥ : በነርሱ : ላይ : የተዘጋች : ናት ። |
| 5 ይክልክል ፤ በሰባሪይቱ : (እሳት) : | 9 በተዘረጋች : አዕማድ : ውስጥ ፤ (የተዘጋች : ናት) ። |

ምዕራፍ 105 ። አል-ፊል ። ክፍል : 30 ።

105ኛ : ሱረቱ : አል-ፊል ፤ (የዝሆን : ምዕራፍ) ። በመካ : የወረደች : ናት ፤ አያትዋ : (አንቀጾችዋ) : 5 : ናቸው ።

- | | |
|---|---|
| በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም : | 3 በነሱም : ላይ : መገኘት : የኾ ኑን : ምርጫ : ላከ ። |
| 1 ርጎሩጎ : በጣም : አዛኝ : በሆ ነው ። | 4 ከተጠበሰ : ጭቃ : በኾነ : ደን ጊያ : የምትወረውርባቸው : የኾ ኑችን ፤ (አዕዋፍ) ። |
| 2 በዝሆኑ : ባለቤቶች : ጌታህ : እን ዴት : እንደሠራ : አላወቅሀምን ? | 5 ቅጠሉ : እንደ : ተበላ : አዝመ ራም : አደረጋችው ። |
| 3 ተንኮላቸውን : በጥፋት : ውስጥ : (ከንቱ) : አላደረገምን ? (አድር ጓል) ። | |

106ኛ : ሱረቱ : ቁረይሽ ፤ (የቁረይሾች : ምዕራፍ) ። በመካ : የወረደች : ናት ፤ አያትዋ : (አንቀጾችዋ) : 4 : ናቸው ።

- | | |
|---|---|
| በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም : | 7ን : ሠራ) ። |
| 1 ርጎሩጎ : በጣም : አዛኝ : በሆነው ። | 3 ስለዚህ : የዚህን : ቤት : (የክዕ ባን) : ጌታ : ይግዝዙ ። |
| 2 ቁረይሽን : ለማላመድ : (ባለዝ ሆኖቹን : አጠፋ) ። | 4 ያንን : ከረጋብ : ያበላቸውን : ከፍርሃትም : ያረካቸውን : (ጌታ : ያምልኩ) ። |
| 3 የብርድንና : የበጋን : ወራት : ጉዞ : ሊያላምዳቸው : (1) (ይህ | |
| 4 በብርድ : ወራት : ወደ : የመን : በበጋ : ወራት : ወደ : ሻም : ለገገድ : የሚያደር ጉትን : ጉዞ : ሊያላምዳቸው ። | |

ምዕራፍ : 107 : አል-ማዑን ። ክፍል : 30 ።

107ኛ : ሱረቱ : አል-ማዑን ፤ (የዕቃ : ትውስት : ምዕራፍ) ። በመካ : የወረደች : ናት ፤ አያትዋ : (አንቀጾችዋ) : 7 : ናቸው ።

- | | |
|---|--|
| በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም : | 3 ያግባባው : ሰው : ነው ። |
| 1 ርጎሩጎ : በጣም : አዛኝ : በሆ ነው ። | 4 ወዮላቸው : ለሰጋጆች ፤ |
| 2 ያንን : በምርመራው : የሚያስተ ባብለውን : አየህን ? (ዐወቅከ ውን ?) | 5 ለነዚያ : እነሱ : ከሰግደታቸው : ዘንጊዎች : ለኾኑት ፤ (ሰጋጆች) ። |
| 3 ይህም : ያ : የቲምን : በጎይል : የሚገፈትረው ፤ | 6 ለነዚያ : እነሱ : ይውልኝ : ባዮች : ለኾኑት ፤ |
| 4 ድኻንም : በማብላት : ላይ : የማ | 7 የዕቃ : ትውስትንም : (ሰዎችን) : የሚከለክሉ : ለኾኑት : (ወዮ ላቸው) ። |

108ኛ : ሱረቱ : አል-ከውሠር፤ (የበጎ : ነገሮች : ምዕራፍ) ። በ መካ : የወረደች : ናት ፤ አያትዋ : (አንቀጾችዋ) : 3 : ናቸው ።

- በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም : 2 ስለዚህ : ለጌታህ : ስገድ፤ (በስሙ) : ሠዋም ።
- 1 በላኅ : በጣም : ብዙ : በጎ : ነገሮችን : ሰጠንህ ።
- 3 ጠይህ : (የሚጠላህ) : እርሱ : በእርግጥ : (ዘሩ) : የተቆረጠው : ነው ።

ምዕራፍ : 109 : አል-ካፊሩን ። ክፍል : 30 ።

109ኛ : ሱረቱ : አል-ካፊሩን ፤ (የከሓዲዎች : ምዕራፍ) ። በ መካ : የወረደች : ናት ፤ አያትዋ : (አንቀጾችዋ) : 6 : ናቸው ።

- በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም : 4 እኔም : ያንን : የተገዛችሁትን : (ወደፊት) : ተገዢ : አይደለሁም ።
- 1 በላቸው : —እላንተ : ከሓዲዎች : ሆይ :
- 2 ያንን : የምትግዝቡትን : (ጣዖት : አሁን) : አልግዝዛም ።
- 3 እናንተም : እኔ : የምግዝዛውን : (አምላክም : አሁን) : ተገዢዎች : አይደላችሁም ።
- 5 እናንተም : እኔ : የምግዝዛውን : (ወደፊት) : ተገዢዎች : አይደላችሁም ።
- 6 ለናንተ : ሃይማኖታችሁ : አላችሁ ፤ ለኔም : ሃይማኖቴ : አለኝ ።

110ኛ : ሱረቱ : አል-ነስር፤ (የእርዳታ : ምዕራፍ) ። በመዲና : የወረደች : ናት ፤ አያትዋ : (አንቀጾችዋ) : ፫ : ናቸው ።

- በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም : በአላህ : ሃይማኖት : ውስጥ : ሲገቡ : ባየህ : ጊዜ ፤
- 1 የአላህ : እርዳታና : (መካን) : መክፈት : በመጣ : ጊዜ ፤
- 2 ሰዎችንም : ጭፍሮች : እየኾኑ ፤
- 3 ጌታህን : ከማመስገን : ጋር : አጥራው ፤ ምሕረትንም : ለምነው ፤ እርሱ : ጸጸትን : በጣም : ተቀባይ : ነውና ።

ምዕራፍ : 111 : አል-ለሀብ ። ክፍል : 30 ።

111ኛ : ሱረቱ : አል-ለሀብ፤ (የመንቀልቀል : ምዕራፍ) ። በ መካ : የወረደች : ናት ፤ አያትዋ : (አንቀጾችዋ) : 5 : ናቸው ።

- በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም : 3 የመንቀልቀል : ባለቤት : የኾነችን : እሳት : በእርግጥ : ይገባል ።
- 1 የአቡ : ለሀብ : ሁለት : እጆች : ከሰሩ : (ጠፉ ፤ እርሱ) : ከሰረም ።
- 2 ከርሱ : ገንዘቡና : ያም : ያፈራው : ሁሉ : ምንም : አልጠቀመውም ።
- 4 ሚስቱም : (ትገባለች) ፤ እንጨት : ተሸካሚ : ስትኾን ፤
- 5 በአንገትዋ : ላይ : ከጭረት : የኾነ : ገመድ : ያለባት : ስትኾን ።

112ኛ : ሱረቱ : አል-ኢቭላስ ፤ (የፍጹምነት : ምዕራፍ) ። በ መካ : የወረደች : ናት ፤ አያትዋ : (አንቀጾችዋ) : 4 : ናቸው ።

- በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም : 2 አላህ : (የሁሉ) : መጠገያ : ነው ።
 ርኅሩኅ : በጣም : አዛኝ : በሆነው ። 3 አልወለደም ፤ አልተወለደምም ።
 4 ለርሱም : አንድም : ብጤ : የለውም ።
- 1 በል : -እርሱ : አላህ : አንድ : ነው ።

ምዕራፍ : 113 : አል-ፈለቅ ። ክፍል : 30 ።

113ኛ : ሱረቱ : አል-ፈለቅ ፤ (የተፈልቃቂው : ምዕራፍ) ። በ መካ : የወረደች : ናት ፤ አያትዋ : (አንቀጾችዋ) : 5 : ናቸው ።

- በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም : 3 ከሌሊትም : ክፋት : በጨለመ : ጊዜ ፤
 ርኅሩኅ : በጣም : አዛኝ : በሆነው ። 4 በተቋጠሩ : (ክሮች) : ላይ : ተፈደዱ ።
 1 በል : -በተፈልቃቂው : ጉሀ : ጌታ : እጠበቃለሁ ፤ ምች : ከኾኑት : (ደጋጫ) : ሴቶችም : ክፋት ፤
 2 ከፈጠረው : ፍጡር : ሁሉ : 5 ከምቀኛም : ክፋት : በተመቀኝ : ጊዜ ፤ (እጠበቃለሁ : በል) ።

114ኛ : ሱረቱ : አል-ናስ ፤ (የሰዎች : ምዕራፍ) ፤ በመካ : የወረደች : ናት ፤ አያትዋ : (አንቀጾችዋ) : 6 : ናቸው ።

- በአላህ : ስም : እጅግ : በጣም : 4 ብቅ : እልም : ባይ : ከኾነው : ጉትጃች : (ሰይጣን) : ክፋት ፤
 ነው ። 5 ከዚያ : በሰዎች : ልቦች : ውስጥ : የሚገቡት : ከኾነው ፤
 1 በል : -በሰዎች : ፈጣሪ : እጠበቃለሁ ።
 2 የሰዎች : ሁሉ : ንጉሥ : በኾነው ፤
 3 የሰዎች : አምላክ : በኾነው ። 6 ከጋኔኖችም : ከሰዎችም : (ሰይጣናት : እጠበቃለሁ : በል) ።
 (ተፈጸመ) ።

ተ.ቁ.፡	ሱ ራ ሀ ፡	ገጽ ፡ ቁ.፡	ተ.ቁ.፡	ሱ ራ ሀ ፡	ገጽ ፡ ቁ.፡
1	ሱረቱ ፡ አል-ፋቲሐሀ ፡	1	38	ሱረቱ ፡ ሷድ ፡	320
2	ሱረቱ ፡ አል-ብቀራሀ ፡	1	39	ሱረቱ ፡ አል-ዙመር ፡	325
3	ሱረቱ ፡ አሊ-ሂምራን ፡	33	40	ሱረቱ ፡ አል-መ-አሚን ፡	331
4	ሱረቱ ፡ አል-ኒሰእ ፡	51	41	ሱረቱ ፡ ሐ ፡ ሚም ፡ አል	
5	ሱረቱ ፡ አል-ማኢዳሀ ፡	70		ሰጅዳሀ ፡	338
6	ሱረቱ ፡ አል-አንግም ፡	84	42	ሱረቱ ፡ አል-ሹራ ፡	342
7	ሱረቱ ፡ አል-አዕራፍ ፡	100	43	ሱረቱ ፡ አል-ዙቸሩፍ ፡	347
8	ሱረቱ ፡ አል-አንፋል ፡	118	44	ሱረቱ ፡ አል-ዱሻን ፡	353
9	ሱረቱ ፡ አል-ተወ-ባሀ ፡	125	45	ሱረቱ ፡ አል-ሻሚያሀ ፡	355
10	ሱረቱ ፡ ዩኑስ ፡	138	46	ሱረቱ ፡ አል-አሕቃፍ ፡	358
11	ሱረቱ ፡ ሁድ ፡	148	47	ሱረቱ ፡ ሙ-ሐመድ ፡	362
12	ሱረቱ ፡ ዩሱፍ ፡	158	48	ሱረቱ ፡ አል-ፈትሕ ፡	365
13	ሱረቱ ፡ አል-ሪዕድ ፡	167	49	ሱረቱ ፡ አል-ሑጁራት ፡	368
14	ሱረቱ ፡ ኢብራሂም ፡	172	50	ሱረቱ ፡ ቃፍ ፡	370
15	ሱረቱ ፡ አል-ሑጅር ፡	177	51	ሱረቱ ፡ አል-ዛሪያት ፡	373
16	ሱረቱ ፡ አል-ነሕል ፡	181	52	ሱረቱ ፡ አል-ጡር ፡	376
17	ሱረቱ ፡ አል-ኢስራኦ ፡	191	53	ሱረቱ ፡ አል-ነጅም ፡	378
18	ሱረቱ ፡ አል-ከሀፍ ፡	200	54	ሱረቱ ፡ አል-ቀመር ፡	381
19	ሱረቱ ፡ መርየም ፡	209	55	ሱረቱ ፡ አል-ረሕማን ፡	383
20	ሱረቱ ፡ ጣሃ ፡	214	56	ሱረቱ ፡ አል-ዋቂህ ፡	386
21	ሱረቱ ፡ አል-አንቢያ ፡	222	57	ሱረቱ ፡ አል-ሐዲድ ፡	389
22	ሱረቱ ፡ አል-ሐጅ ፡	229	58	ሱረቱ ፡ አል-ሙጁዳሀ ፡	393
23	ሱረቱ ፡ አል-መ-አሚኑን ፡	236	59	ሱረቱ ፡ አል-ሐሽር ፡	396
24	ሱረቱ ፡ አል-ኑር ፡	242	60	ሱረቱ ፡ አል-ሙምተ	
25	ሱረቱ ፡ አል-ፋርቃን ፡	250		ሐሃህ ፡	398
26	ሱረቱ ፡ አል-ሹዓራኦ ፡	255	61	ሱረቱ ፡ አል-ሶፍ ፡	400
27	ሱረቱ ፡ አል-ነምል ፡	263	62	ሱረቱ ፡ አል-ሻሙዳሀ ፡	402
28	ሱረቱ ፡ አል-ቀሶስ ፡	270	63	ሱረቱ ፡ አል-ሙናፈቁን ፡	403
29	ሱረቱ ፡ አል-ሀንከቡት ፡	277	64	ሱረቱ ፡ አል-ተጋቡን ፡	404
30	ሱረቱ ፡ አል-ሩም ፡	283	65	ሱረቱ ፡ አል-ጠላቅ ፡	406
31	ሱረቱ ፡ ሉቅማን ፡	287	66	ሱረቱ ፡ አል-ተሕሪም ፡	408
32	ሱረቱ ፡ አል-ሰጅዳሀ ፡	290	67	ሱረቱ ፡ አል-ሙልክ ፡	409
33	ሱረቱ ፡ አል-አሕዛብ ፡	293	68	ሱረቱ ፡ አል-ቀለም ፡	411
34	ሱረቱ ፡ ሰበእ ፡	300	69	ሱረቱ ፡ አል-ሐቃሀ ፡	414
35	ሱረቱ ፡ ፋጢር ፡	305	70	ሱረቱ ፡ አል-ሙዓሪጅ ፡	416
36	ሱረቱ ፡ ያሲን ፡	309	71	ሱረቱ ፡ ኑሕ ፡	418
37	ሱረቱ ፡ አል-ሳፍሩት ፡	314	72	ሱረቱ ፡ አል-ሺን ፡	419

ተ.ቁ.	ሱራህ :	ገተ.ቁ.	ተ.ቁ.	ሱራህ :	ገተ.ቁ.
73	ሱራቱ፡ አል-ሙዘጊል፡	421	94	ሱራቱ፡ አል-ኢንጂራት፡	446
74	ሱራቱ፡ አል-ሙደጊር፡	422	95	ሱራቱ፡ አል-ቲን፡	447
75	ሱራቱ፡ አል-ቲያግህ፡	425	96	ሱራቱ፡ አል-ዐለት፡	447
76	ሱራቱ፡ አል-ደሀር፡	426	97	ሱራቱ፡ አል-ቀድር፡	448
77	ሱራቱ፡ አል-ሙርሰላት፡	428	98	ሱራቱ፡ አል-ቤዩህ፡	448
78	ሱራቱ፡ አል-ነበእ፡	430	99	ሱራቱ፡ አል-ዘለዘለዘላህ፡	449
79	ሱራቱ፡ አልፕዚግት፡	431	100	ሱራቱ፡ አል-ዓዲያት፡	450
80	ሱራቱ፡ ዐበሰ፡	433	101	ሱራቱ፡ አል-ቃሪግህ፡	450
81	ሱራቱ፡ አል-ተዘዊር፡	434	102	ሱራቱ፡ አል-ተዘሠር፡	451
82	ሱራቱ፡ አል-ኢንጂጣር፡	435	103	ሱራቱ፡ አል-ዐስር፡	451
83	ሱራቱ፡ አል-ሙጠፊፊን፡	436	104	ሱራቱ፡ አል-ሀ-መዘህ፡	452
84	ሱራቱ፡ አል-ኢንጂቃት፡	437	105	ሱራቱ፡ አል-ፊል፡	452
85	ሱራቱ፡ አል-ቡሩጅ፡	438	106	ሱራቱ፡ ቀሪዬሽ፡	453
86	ሱራቱ፡ አል-ጣሪት፡	439	107	ሱራቱ፡ አልግዑን፡	453
87	ሱራቱ፡ አል-አዕላ፡	440	108	ሱራቱ፡ አል-ከውሠር፡	454
88	ሱራቱ፡ አል-ጋሺያህ፡	441	109	ሱራቱ፡ አል-ካፊሩን፡	454
89	ሱራቱ፡ አል-ፈጅር፡	442	110	ሱራቱ፡ አል-ነስር፡	455
90	ሱራቱ፡ አል-በለድ፡	443	111	ሱራቱ፡ አል-ሰህብ፡	455
91	ሱራቱ፡ አል-ሸምስ፡	444	112	ሱራቱ፡ አል-ኢቫላስ፡	456
92	ሱራቱ፡ አል-ለይል፡	445	113	ሱራቱ፡ አል-ፈለት፡	456
93	ሱራቱ፡ አልዱላ፡	446	114	ሱራቱ፡ አል-ናስ፡	457